


ፍትሐ ነገሥት ንባቡና ትርጓሜው



ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ጳውሎስ
ፓትርያርክ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ
ወዕጩጌ ዘመንበረ ተክለሃይማኖት በሆኑ
በ፳ኛው ዓመት ለ፳ኛ ጊዜ ታተመ ።

አሳታሚ

ትንሣኤ የመጻሕፍት ማሳተሚያ ድርጅት
አዲስ አበባ ፲፱፻፺ ዓ.ም



ብፁዕ ወቅዱስ ኣቡነ ጳውሎስ ፓትርያርክ ርእሰ ሊቃነጻጻሳት ዘኢትዮጵያ
ወእጩጌ ዘመንበረ ተክለሃይማኖት

መግለጫ፡-

ፍትሐ ነገሥት የሚው ቃል “ፍትሕ እና ነገሥት” በሚሉት ሁለት ቃላት የተሰናሰለ ወይም የተያያዘ ቃል ነው ። ትርጓሜውም ፍርድ ፣ ውሳኔን መስጠት፣ ሕግና ሥርዓትን ማስፈን ማለት ሲሆን ነገሥታቱ ክርስቲያኖች ከመሆናቸው ጋር ሥጋዊውንም ሆነ መንፈሳዊውን ፍትሕ ይመለከቱ ስለነበር በነገሥታቱ ስም “ፍትሐ ነገሥት” ተብሎ ተሰይሞአል ። ኢትዮጵያ አገራችን በጽሑፍ ከአሉዋት ጥንታውያን የሕግ መጻሕፍት መካከል ታላቁና የታወቀው ፍትሐ ነገሥት የተባለው መጽሐፍ ነው ።

ፍትሐ ነገሥት ከዓረብኛ ወደ ግእዝ የተተረጎመውና በሥራ ላይ የዋለው በንጉሠ ነገሥቱ አፄ ዘርዐያቆብ (ከ1444 እስከ 1468) ዓ.ም አንደኛውን ይታወቃል ። ከዚህም ጋር ይህ የሕግና የሥርዓት መጽሐፍ በመላ ኢትዮጵያ ተዳርሶ ሊቃውንቱ እየተማሩትና እያስተማሩት በሕግ ሸንጎ ላይ ሊውል ችሎአል ። ሊቃውንቱ ለአያሌ ዘመናት በብራና ብቻ በእጅ አየጻፉ ፣ በጉባዔ እየተረጎሙ ትምህርቱ ከአንዱ ወደ አንዱ በቃል እየተላለፈ በኢትዮጵያም የሕግ ቀዋሚ የፍርድ መጽሐፍ ሆኖ አገልግሎአል ። በተለይ ይህን መጽሐፍ ለሚያውቁ የሕግ ሊቃውንት ሁሉ ከፍተኛ የሕግ አዋቂነት የመዳርግ ስም ይሰጣቸው ነበር ። የፍትሐ ነገሥት መጽሐፍ በሀገራችን ሥርወ ሕግ ሁኖ ብዙ ዘመን የተሠራበት ከመሆኑ ጋር አሁንም የሕግ ምንጭነቱን እንደያዘ ይገኛል ።

በመሠረቱ ፍትሐ ነገሥት ፍትሕ መንፈሳዊና ፍትሕ ሥጋዊ ፣ ተብሎ በሁለት ዐበይት ክፍሎች የተከፈለ ነው ። በ1948 ዓ.ም የኢትዮጵያ ሕገ መንግሥት ተረቆ በአዋጅ በሥራ ላይ ከመዋሉ በፊት በኢትዮጵያችን ይሠራበት የነበረው ሕግ ፍትሐ ነገሥት አንደኛው ግልጽ ነው ። መንፈሳዊ ሕግነቱም አሁንም በሥራ ላይ እንደዋለ ነው። በመሆኑም

- 1ኛ/ በ1956 ዓ.ም በግዕዝ ብቻ
- 2ኛ/ በ1958 ዓ.ም ንባብና ትርጓሜው
- 3ኛ/ በ1961 ዓ.ም በአንግሊዝኛ

4ኛ/ መጽሐፈ ሕግጋት ዐበይት በሚል ስያሜ በ1962 ዓ.ም በግእዝና በአማርኛ ታትሞ በሥራ ላይ ውሎአል ። ሆኖም የመጽሐፉ አገልግሎት እጅግ በጣም አስፈላጊ በመሆኑና ቀደም ሲል የታተመው ተሠራጭቶ በማለቁና የምእመናኑም ፍላጎትና ጥያቄ በርካታ በመሆኑ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ጳውሎስ፣ ፓትርያርክ፣ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ወአጫጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት በሆኑ በ፯ኛው ዓመት እነሆ በግእዝና በአማርኛ ለ5ኛ ጊዜ አላትመን ማቅረባችንን ስናበስር መንፈሳዊ ደስታ ይሰመናል ።

“ወስብሐት ለአግዚአብሔር”

ማላተሚያ ድርጅቱ

አንቀጽ : ቀዳማዊ ።

- ፩. በእንተ : ቤተ : ክርስቲያን : ወበእንተ : ነሱ : ዘይደሉ : ላቲ : ጽ፩
- ፪. በእንተ : ጥንተ : መጻሕፍት : ውኩፋት : ጽ፪
- ፫. በእንተ : ጥምቀተ : ክርስትና : ወበእንተ : እለ : ደበውሉ : ውስተ : ሃይማኖት : ጽ፫
- ፬. በእንተ : ሊቃነ : ጳጳሳት : ጽ፬
- ፭. በእንተ : ኤጲስ : ቆጶሳት : ማ፮
- ፮. በእንተ : ቀሳውስት : ፎ
- ፯. በእንተ : ዲያቆናት : ፎ፯
- ፰. በእንተ : እለ : ተርፉ : ሳዕካነ : ቤተ : ክርስቲያን : ሁ፫
- ፱. በእንተ : ነሱ : ካህናት : ሁ፯
- ፲. በእንተ : መነኮሳት : ወመነኮሳይያት : ህ፫
- ፲፩. በእንተ : ተግማጽ : ወትእዛዘ : ሕዝብ : ህ፩፪
- ፲፪. በእንተ : ቅዳሴ : ህ፳፫
- ፲፫. በእንተ : ቍርባን : ህ፳፭
- ፲፬. በእንተ : ጸሎት : ህ፳፪
- ፲፭. በእንተ : ጸም : ህ፶
- ፲፮. በእንተ : ምጽዋት : ህ፶፯
- ፲፯. በእንተ : ዘይወየም : ለከፈለ : ምጽዋት : ህ፳፰
- ፲፰. በእንተ : እሥራት : ወበኩራት : ወብጽጋታት : ወጉልታት : ህ፳፱
- ፲፱. በእንተ : እሁዳት : በዓላት : ህ፳፻
- ፳. በእንተ : ሰማዕታት : ወተእማንያን : ወከሐድያን : ህ፳፻፮
- ፳፩. በእንተ : ድዉያን : ህ፳፻፲
- ፳፪. በእንተ : ሙታን : ህ፳፻፫

ክፍል : ዳግማዊ ።

- በእንተ : ግብራት : ዓለማውያን : ዘምግብና :
- ፳፫. በእንተ : መባልዕት : ወእልባሳት : ወእብያት : ወተግባራት : ህ፳፻፳
- ፳፬. በእንተ : ሕፀ : ወውሂበ : ንዋይ : ዘእቅም : ሰብሳብ : ወእውስቦ : ህ፳፻፺
- ፳፭. በእንተ : ሕርመት : ዕቁባት : ህ፳፻፶፪
- ፳፮. በእንተ : ሀብት : ህ፳፻፶፫
- ፳፯. በእንተ : ልቃሐ : ወተሐብዮ : ወእኅዘ : ወእመግቦ : ህ፳፻፶፮
- ፳፰. በእንተ : ሕሰት : ከመ : ልብስ : ወእንሰሳ : ወካልእኒሆሙ : ህ፳፻፶፬
- ፳፱. በእንተ : ምቅብና : ንዋይ : ወዘይመስሎ : ህ፳፻፶፭

መጀመሪያ : አንቀጽ ።

- ፩. ስለ : ቤተ : ክርስቲያንና : ለሷም : ስለሚገባው : ሁሉ : ጽ፩
- ፪. ስለ : ሚቀበሏቸው : ጥንታውያን : መጻሕፍት : ጽ፪
- ፫. ስለ : ክርስትናና : ጥምቀትም : ወደ : ሃይማኖት : ስለሚገቡ : ሰዎች : ጽ፫
- ፬. ስለ : ሊቃነ : ጳጳሳት : ጽ፬
- ፭. ስለ : ኤጲስ : ቆጶሳት : ማ፮
- ፮. ስለ : ቀሳውስት : ፎ
- ፯. ስለ : ዲያቆናት : ፎ፯
- ፰. ስለ : ቀሩት : የቤተ : ክርስቲያን : እገልጋዮች : ሁ፫
- ፱. ስለ : ካህናት : ሁሉ : ሁ፯
- ፲. ስለ : መነኮሳትና : መነኮሳይያት ። ህ፫
- ፲፩. ስለ : ተግማጽና : ስለ : ሕዝብ ። ህ፩፪
- ፲፪. ስለ : ቅዳሴ : ህ፳፫
- ፲፫. ስለ : ቍርባን : ህ፳፭
- ፲፬. ስለ : ጸሎት : ህ፳፪
- ፲፭. ስለ : ጸም : ህ፶
- ፲፮. ስለ : ምጽዋት : ህ፶፯
- ፲፯. ምጽዋትን : ለመክፈል : ስለሚሾም : ህ፳፰
- ፲፰. ስለ : እሥራትና : ስለ : በኩራት : ስለ : ሥዕሰቶችና : ስለ : ጉልቶች ። ህ፳፱
- ፲፱. ስለ : እሁዳችና : ስለ : በዓላት : ህ፳፻
- ፳. ስለ : ሰማዕታትና : እማንያን : እንዲሁም : ከሐድያን ። ህ፳፻፮
- ፳፩. ስለ : በሽተኞች : ህ፳፻፲
- ፳፪. ስለ : ሙታን : ህ፳፻፫

ሁለተኛ : ክፍል ።

- ስለ : ዓለማውያን : ሥራና : እስተዳደር :
- ፳፫. ስለ : ምግቦችና : ስለ : ልብሶች : ስለ : ቤቶችና : ስለ : ሥራዎች ። ህ፳፻፳
- ፳፬. ስለ : መተጫጫትና : ስለማጫ : ገንዘብ : ስለ : ጋብቻም ። ህ፳፻፺
- ፳፭. ዕቁባትን : ስለ : መተው : ህ፳፻፶፪
- ፳፮. ስለ : ሀብት : ህ፳፻፶፫
- ፳፯. ስለ : ብድርና : ስለ : ዋስትና : ስለ : መያዣ : ስለ : መጋቢት : ህ፳፻፶፮
- ፳፰. እንደ : ልብስና : እንደ : እንሰሳት : ሌሎቹንም : ስለ : መስሉ : መያዣ : ህ፳፻፶፬
- ፳፱. ገንዘብን : እደራ : ስለ : ማስጠበቅና : ስለ : መስለውም : ህ፳፻፶፭


፴. በእንተ ፡ ምግብና ፡ ፪፻፶፱
 ፴፩. በእንተ ፡ ግብርናት ፡ ወግእዛን ፡ ወአግእዞ ፡
 ግብር ፡ ፪፻፷፩
 ፴፪. በእንተ ፡ ሐፃኒ ፡ ዘከመ ፡ ሕቅፈተ ፡ ሕፃን ፡
 በኩሉ ፡ ግብር ፡ ፪፻፷፮
 ፴፫. በእንተ ፡ ሤጥ ፡ ወተሣይጦ ፡ ወመትሎመ ፡ ፪፻፷፱
 ፴፬. በእንተ ፡ ተላትፎ ፡ ንዋይ ፡ ወዘይመለሎ ፡
 ለዝነቱ ፡ ግብር ፡ ፪፻፹
 ፴፭. በእንተ ፡ እገብሮ ፡ ወመዓት ፡ ፪፻፹፪
 ፴፮. በእንተ ፡ ተአሰቦ ፡ ቤት ፡ ወውሂቦ ፡ ንዋይ ፡
 ለምድር ፡ ዘከመ ፡ ገመታ ፡ ፪፻፹፮
 ፴፯. በእንተ ፡ ሐኒጸ ፡ ሕንፃ ፡ ወዘይተልዎ ፡ . . . ፪፻፺፪

 ፴፰. በእንተ ፡ ልቃሕ ፡ ፫፻፪
 ፴፱. በእንተ ፡ ተአምኖ ፡ ኃጣውእ ፡ ፫፻፫
 ፵. በእንተ ፡ ረኪቦ ፡ ዘተንድፈ ፡ እምእንሰላ ፡
 ዘይመለሎ ፡ ፫፻፮
 ፵፩. በእንተ ፡ ጽሒፈ ፡ ትእዛዝ ፡ በንዋይ ፡ ፫፻፲፩
 ፵፪. በእንተ ፡ ርሰት ፡ ፫፻፳፮
 ፵፫. በእንተ ፡ ፈታሒ ፡ ወዘምስሌሁ ፡ ፫፻፵፯
 ፵፬. በእንተ ፡ ነገሥት ፡ ፫፻፸፯
 ፵፭. በእንተ ፡ ብሉይ ፡ ወሐዲስ ፡ ፫፻፹፭
 ፵፮. በእንተ ፡ ኩነኔ ፡ ከሐድያን ፡ ፴፻፩
 ፵፯. በእንተ ፡ ቀታልያን ፡ ፴፻፮
 ፵፰. በእንተ ፡ ተግዛጸ ፡ ዝሙት ፡ ፴፻፲፯
 ፵፱. በእንተ ፡ ኩነኔ ፡ ሰረቅት ፡ ፴፻፳፭
 ፶. በእንተ ፡ ኑልቄ ፡ ኃጣውእ ፡ ፴፻፳፯
 ፶፩. በእንተ ፡ ዘዚሓሁ ፡ ኑልቄ ፡ ምግባራት ፡ . . ፴፻፴፪

፴. ስለ ፡ መጋቢነት ፡ ፪፻፶፱
 ፴፩. ስለ ፡ ባርነትና ፡ ስለ ፡ ነፃነት ፡ ባሪያንም ፡ ነፃ ፡
 ስለ ፡ ማውጣት ፡ ፪፻፷፩
 ፴፪. ስለ ፡ ሞግዚት ፡ በሥራ ፡ ሁሉ ፡ ሕፃንን ፡ እንደ ፡
 ማላደግ ፡ ፪፻፷፮
 ፴፫. ስለ ፡ ዋጋና ፡ ስለመገበያየት ፡ ስለ ፡
 ሚከተላቸውም ፡ ፪፻፷፱
 ፴፬. በገንዘብ ፡ ሽርክ ፡ ስለ ፡ መሆንና ፡ ይህንም ፡
 ስለሚመለሎው ፡ ሥራ ፡ ሁሉ ፡ ፪፻፹
 ፴፭. ግድ ፡ ስለ ፡ ማለትና ፡ ስለ ፡ መቆጣት ፡ . . . ፪፻፹፪
 ፴፮. ቤትን ፡ ስለ ፡ መከራየትና ፡ ለመሬት ፡ ገንዘብን ፡
 ስለ ፡ መስጠት ፡ ፪፻፹፮
 ፴፯. ሕንፃን ፡ ስለ ፡ መሥራትና ፡ ስለ ፡
 ሚከተለውም ፡ ፪፻፺፪
 ፴፰. ስለ ፡ ብድር ፡ ፫፻፪
 ፴፱. ኃጢአትን ፡ ስለ ፡ መታመን ፡ ፫፻፫
 ፵. ከእንሰላው ፡ ወገን ፡ የጠፋውን ፡
 ለማግኘትና ፡ ስለሚመለሎውም ፡ ፫፻፮
 ፵፩. በገንዘብ ፡ ትእዛዝ ፡ ስለ ፡ መጻፍ ፡ ፫፻፲፩
 ፵፪. ስለ ፡ ርሰት ፡ ፫፻፳፮
 ፵፫. ስለ ፡ ጻኛና ፡ እርሱን ፡ ስለመለሎው ፡ ፫፻፵፯
 ፵፬. ስለ ፡ ነገሥት ፡ ፫፻፸፯
 ፵፭. ስለ ፡ ብሉይና ፡ ሐዲስ ፡ ፫፻፹፭
 ፵፮. ስለ ፡ ከሐድያን ፡ ፍርድ ፡ ፴፻፩
 ፵፯. ስለ ፡ ነፍስ ፡ ገዳዮች ፡ ፴፻፮
 ፵፰. ስለ ፡ ዝሙት ፡ ቅጣት ፡ ፴፻፲፯
 ፵፱. ስለ ፡ ሌብነት ፡ ፍርድ ፡ ፴፻፳፭
 ፶. ስለ ፡ ኃጢአት ፡ ቀጥር ፡ ፴፻፳፯
 ፶፩. ስለ ፡ እያንዳንዱ ፡ የሥራዎች ፡ ቀጥር ፡ . . . ፴፻፴፪

በስመ : አብ : ወወልድ : ወመንፈስ
 ቅዱስ : አሐዱ : አምላክ : ንዌጥን :
 በረድኤተ : አግዚአብሔር : ወሥነ :
 ሠርሐቱ : በጽሐፈ : መቅደመ : ጉባኤ :
 ዘአስተጋብእዎ : ሊቃውንት : ጸሎ
 ቶሙ : ወበረከቶሙ : ወሀብተ : ረድኤ
 ቶሙ : የሀሉ : ምስለ : ኩሎሙ : ክርስ
 ቲያን : ለዓለመ : ዓለም : አሜን ።

በአብ : በወልድ : በመንፈስ : ቅዱ
 ስ : ስም : ፩ : አምላክ : ሊቃውንት :
 የሰበሰቡትን : የዚህን : መጽሐፍ : መ
 ቅድም : መጻፍን : በአግዚአብሔር :
 አጋዥነትና : በማቅናቱ : መበጀት :
 አንጀምራለን ። ጸሎታቸውና : በረከታ
 ቸው : የረድኤታቸውም : ሀብት : ከክ
 ርስቲያኖች : ሁሉ : ጋር : ለዘላለሙ :
 ይኑር : አሜን ።



ወእምድጎረ : ጎልቀ : ዓመተ : ሰማዕታት : ሶበ : ረሰ
 ይዎ : ንጉሠ : የ፫፫ተ : ወ፳ተ : ርቱዓነ : ሃይማኖት :
 ለቄስጦንጢኖስ : ወእቱሂ : ይቤሎሙ : እንሰ : አይፈ
 ቅድ : መንግሥተ : እስመ : ፍኖተ : ክርስቶስ : ወፍኖተ :
 ዓለም : ካልእ : ወእቱ ። ወፍኖቱስ : ለክርስቶስ : ወትእ
 ዛዙ : ጥይቅት : “ትቤ : እፍቅሩ : ጸላእተክሙ : ወሠናየ :
 ግበሩ : ሰእለ : ይትጌገሉክሙ” ዘንተ : ወዘይመስሎ ።
 እስመ : ዛቲ : ትእዛዝ : ሕገ : ትሩፋት : ይእቲ : ጻግሚት :
 ትእዛዝ : ከመ : ይትግገሡ : ወከመ : ይፀሩ : ወይሥረዩ :
 ወያናሕሰዩ : ወደሠንዩ : ለውሉደ : ቢጽ : ወደስተዓርይ
 ምሙ : በነፍሶሙ ። እፎ : ይትከሀለኒ : ከመ : እፅርዕ :
 ዘንተ : ትእዛዝ : ወከመ : እእዝዝ : ኩነኔ : ወፈድየ : ዕዳ :
 በጊዜሁ : ዘእንበለ : ምሕረት : ወተበቅሎ : ለግፋዕ :
 እምነ : ገፋጊሁ ። እስመ : ኩሉ : ዘፍጹም : ይደሉ : በግ
 ብር : ከመ : ይሥዐር : ለዘየሐጽጽ : ወበእንተዝ : ሠዐ
 ረቶ : ሕገ : እግዚእነ : ለዘይቀድም : እምኔሃ ። ለዛቲስ :
 እይደሉ : ተሥዕርታ : እስመ : እልቦ : ዘይከብር : እም
 ኔሃ ። ለሊሃ : ሕገ : ፍጻሜ : ወማገለቅት ። እስመ : እልቦ :
 ዘይከብር : እምፍኖተ : ምሕር : ወእሠንዮ : ወጸዊረ :
 ትዕግሥት ።

የሰማዕታት : ዘመን : ከተፈጸመ : በኋላ : ሃይማኖታ
 ቸው : የቀና : የ፫፫ተ : ሊቃውንት : ቆስጠንጢኖስን :
 ንጉሥ : ባይረጉት : ጊዜ : እርሱ : እኔ : መንግሥትን :
 አልሻም : እላቸው ። የክርስቶስ : መንገድና : የዓለም : መን
 ገድ : ልዩ : ነውና ። የክርስቶስ : መንገድና : የተረጋገ
 ጠች : ትእዛዙ : ግን : ጠላቶቻችሁን : ወደዱ : ለሚቀሙ
 ዋችሁም : በጎ : አድርጉ : (ማቴ : ፩ : ፵፩-፵፬ ። ሉቃ :
 ፮ : ፳፯-፴፰ ።) ይህንና : የሚመስለውን : ትላለችና ።
 ይህች : ትእዛዝ : የትሩፋት : ሕግ : ናትና ። ሁለተኛም :
 እንዲታገሡ : እንዲሸከሙ : ይቅር : እንዲሉ : እንዲያቃ
 ልሉ : ለባልንጀሮቻቸውም : ልጆች : መልካም : እንዲያ
 ደርጉ : ከሰውነታቸውም : ጋር : እንዲያስተካክሏቸው :
 (ሉቃ : ፫ : ፲፩ ።) ታዝዛለች ። ይህን : ትእዛዝ : እተው :
 ዘንድ : ፍርድንና : ያለ : ምሕረት : በጊዜው : ዕዳ : መክ
 ፈልጎ : እዝዝ : ዘንድ : ለተበደለውም : ከበዳዩ : መበቀ
 ልን : እዝዝ : ዘንድ : እንዴት : ይቻላል ። በሥራ :
 ፍጹም : የሆነው : ሁሉ : ጉደሎውን : ሊሸረው : ይገባ
 ልና ። ስለዚህም : የጌታችን : ሕግ : ከእርስዎ : የሚቀድ
 መውን : ሻረቸው ። እርስዎ : ግን : መሻር : እይገባትም ።
 ከእርስዎ : የሚበልጥ : የለምና : እሷ : የፍጹምነትና :
 የመጨረሻ : ሕግ : ናት : ከርኅርኤና : መልካም : ከማድ
 ረግ : ትዕግሥትንም : ከመያዝ : የበለጠ : ሕግ : የለምና ።

እሚሃ : ሶበ : ሰምዑ : ተሠጥዎተ : ቃሉ : ለቄስጦን
 ጢኖስ : የ፫፫ተ : ወ፳ተ : ሊቃናት : ጸለዩ : ጸሎተ : ጎበ :
 እግዚእነ : እየሱስ : ክርስቶስ : ሎቱ : ስብሐት : እንዘ :
 ይብሉ : እግዚእ : እልቦ : ጥንት : ለቅድምናክ : ወለድጎ
 ርናክ : እልቦ : ፍጻሜ : እስመ : እንተ : ልዑል : እምነ :
 መልዕልት : ወእልቦ : መሠረት : ለዕመቅክ : ወእልቦ :
 ኑጎ : ወግድም : ለመለኮትክ : መንግሥትክኒ : መንግ

በዚያ : ጊዜ : የቄስጦንጢኖስን : የቃሉን : መልስ :
 ስምተው : የ፫፫ተ : ሊቃውንት : ክብር : ይግባውና :
 ወደ : ጌታችን : እየሱስ : ክርስቶስ : እንዲህ : እየሉ :
 ጸሎትን : ጸለዩ ። “እቤቱ : ለቀዳሚነትህ : ጥንት : ለኋለ
 ኛነትህም : ፍጻሜ : የለውም : እንተ : ከከፍተኛች :
 በላይ : ከፍተኛ : ነህና : ለጥልቅነትህ : መሠረት : የለ
 ውምና : ለግዛትህም : ወርድ : ቁመት : የለውምና ።

መቅደም

መቅደም

ሐዋርያት ፡ በጳጳስ ለሕዝብ ፡ እምቀኖናት ፡ ሆኑልቆሙ ፡
 ጅወጅ ፡ ወለእመ ፡ ኮነ ፡ ዘአሕጻጽነ ፡ ንሕነ ፡ ምንተኒ ፡
 እምነ ፡ ግብር ፡ ፍትሑ ፡ አንትሙ ፡ በዘይደሉ ፡ እበመ ፡
 ብነ ፡ ለኩልነ ፡ መንፈስ ፡ እግዚአብሔር ፡ ወብሂሎቶ
 ሙኒ ፡ በውስተ ፡ ቀኖናት ፡ ዘጸወጅ ፡ ትእዛዝ ፡ እምኔሃ ፡
 ወለእመ ፡ ተርፈ ፡ እምኔነ ፡ ምንተኒ ፡ ያዘክር ፡ ኤጲስቆ
 ጶስ ፡ ወዓዲ ፡ ሀሎ ፡ በውስተ ፡ ቀኖና ፡ ዘጸወጅ ፡ እምኔሃ ፡
 ወለእመ ፡ ተርፈ ፡ እምኔነ ፡ ምንተኒ ፡ እፍቁራን ፡ ለዝነ
 ቱሂ ፡ ይከሥቶ ፡ እግዚአብሔር ፡ ለዘኮነ ፡ ድልወ ፡ ወትት
 መራሕ ፡ ቤተ ፡ ክርስቲያን ፡ በዘይደሉ ፡ ኅብ ፡ መርሰ ፡
 ወዛኅን ።

ወዓዲ ፡ ይቤሉ ፡ ለኤጲስቆጶሳት ፡ በዲድስቅልያ ፡
 ጳጳስ ፡ እበመ ፡ ለክሙኒ ፡ ይቤሰከሙ ፡ እግዚእነ ፡ “ዘእበር
 ክሙ ፡ በምድር ፡ ይኩን ፡ እሱረ ፡ በሰማያት ፡ ወዘፈታሕ
 ክሙ ፡ በምድር ፡ ይኩን ፡ ፍቱሐ ፡ በሰማያት” ። ወፍ
 ትሑ ፡ በሥልጣን ፡ ከመ ፡ እምላክ ።

ወለእመኒ ፡ ፈትሑ ፡ በእንተ ፡ ንሰሐሆሙ ፡ ለኃ
 ጥእን ፡ በእዝማን ፡ ነዋኅ ፡ እበውሑ ፡ ለሊቃውንት ፡ እቅ
 ልሎታ ፡ ወአጽንዖታ ፡ በእምጣነ ፡ ይሬአይዎ ፡ ለተው
 ላጠ ፡ ግብርሙ ። ወጥንትሰ ፡ ዘይገብሩ ፡ ቦቱ ፡ በዝንቱ ፡
 ፍካሬ ፡ ኩለንታሁ ፡ ቃለ ፡ እግዚእነ ፡ ውእቱ ፡ ሎቱ ፡
 ሰብሐት ፡ ዘይቤሎሙ ፡ ለእርዳሊሁ ፡ “ሑሩ ፡ ወመሀሩ ፡
 ኩሎ ፡ እሕዛብ ፡ ወእጥምቅዎሙ ፡ በሰመ ፡ አብ ፡ ወወ
 ልድ ፡ ወመንፈስ ፡ ቅዱስ ፡ ወመሀርዎሙ ፡ ይዕቀቡ ፡ ኩሎ
 ዘእዘዝኩክሙ ፡ ወእነ ፡ እሂሉ ፡ ምስሌከሙ ፡ እበከ ፡
 ኅልቀተ ፡ ዓለም” ። ወጥቶቅ ፡ ውእቱ ፡ ከመ ፡ እሙንቱ ፡
 ኢይሂልወ ፡ እበከ ፡ ለዓለም ፡ ወዕዉቅ ፡ እንከ ፡ ከመ ፡
 ለሊሁ ፡ እመረ ፡ በዝንቱ ፡ ቃል ፡ በእንተ ፡ እለ ፡ ይመ
 ጽኑ ፡ ድኅሬሆሙ ፡ ወይሠኖሙ ፡ ለምሀር ፡ ዘየንቴሆሙ ።
 ወያስተጸንዕ ፡ ዘንተ ፡ በብሂሎቱ ፡ ሎሙ ፡ ወዘእብሎ ፡
 ለክሙ ፡ እብል ፡ ለኩሉ ፡ ወበእንተ ፡ ዝንቱ ፡ ኮነት ፡ ውክ
 ፍተ ፡ ቀኖና ፡ ማኅበር ፡ ቅድስት ፡ ወሊቃውንት ፡ ቅዱ
 ሳን ፡ ማአምራን ፡ ዘከመ ፡ አቡሊድስ ፡ ሊቀ ፡ ጳጳሳት ፡
 ዘሮሜ ፡ ወባስልዮስ ፡ ኤጲስቆጶስ ፡ ዘቂሳያርያ ፡ ወእለ ፡
 ይመሰልዎሙ ፡ እምሊቃነ ፡ ጳጳሳት ፡ ዘእለ ፡ እስክንድ
 ርያ ።

ወሰበስ ፡ ኮነ ፡ ፈቂድ ፡ ኅብ ፡ ሰቢክ ፡ ወፈንዎተ ፡
 ሐዋርያት ፡ ውእቱ ፡ አስተሐምም ፡ ሰብከት ፡ ባሕቲቱ ።
 በክመ ፡ ይቤ ፡ ጳውሎስ ፡ ሐዋርያ ፡ ወበብከትሰ ፡ ሕጽር ፡
 በእንተ ፡ ሃይማኖት ፡ ወትእዛዝ ፡ ሕይወትሰ ፡ ትሂሉ ፡
 እስከ ፡ ለዓለም ። ኅደጉ ፡ ሰባክያን ፡ ፈሊጠ ፡ ምግባራት ፡

ቀጥራቸው ፡ ጅፈ ፡ ከሆኑት ፡ ቀኖናት ፡ ውስጥ ፡ በጸኛው
 ትእዛዝ ፡ እንዲህ ፡ እንዳሉ ፡ እኛ ፡ ከሥራ ፡ ማኖቸውንም ፡
 የአጎደልነ ፡ ብንሆን ፡ አናንተ ፡ በሚገባ ፡ እሚሉት ።
 ለሁላችንም ፡ የእግዚአብሔር ፡ መንፈስ ፡ እለንና ። በቀ
 ኖናት ፡ ውስጥ ፡ በጸኛው ፡ ትእዛዝ ፡ ክእኛ ፡ የቀረ ፡
 አንዳች ፡ ነገር ፡ ቢኖር ፡ ኤጲስቆጶስ ፡ ያሳሰብ ፡ ማለታ
 ቸውም ፡ ይህንኑ ፡ ያስረዳል ። ዳግመኛም ፡ በቀኖናው ፡
 ውስጥ ፡ በጸኛው ፡ ላይ ፡ ወንድሞች ፡ ሆይ ፡ ከእኛ ፡
 የቀረ ፡ ምንም ፡ ቢኖር ፡ እግዚአብሔር ፡ ለተገባው ፡ ሰው ፡
 ይግለጠው ፡ ቤተ ፡ ክርስቲያንም ፡ ጸጥታ ፡ ወዳለው ፡
 ወደብ ፡ ትመራ ፡ የሚል ፡ አለ ።

ዳግመኛም ፡ ለኤጲስቆጶሳት ፡ በዲድስቅልያ ፡ በጅ
 ኛው ፡ ክፍል ፡ እናንተንም ፡ እኮ ፡ ጌታችን ፡ በምድር ፡
 ያሠራችሁት ፡ በሰማይ ፡ የታሠረ ፡ ይሁን ፡ በምድር ፡ የፈ
 ታችሁትም ፡ በሰማይ ፡ የተፈታ ፡ ይሁን ፡ እንደ ፡ እምላ
 ክም ፡ በሥልጣን ፡ ፍረዱ ፡ ብሏችኋል ፡ አሉ ። (ማቴ ፡
 ፲፰ ፡ ፲፰) ።

በለ ፡ ኃጥአን ፡ በንበሐ ፡ መመለስ ፡ ብዙ ፡ ዘመን ፡
 ቢፈርዱ ፡ የሥራቸውን ፡ ሰውጥ ፡ በሚያዩዋት ፡ መጠን ፡
 ማጽናናትንና ፡ ማቅለልን ፡ ለሊቃውንት ፡ ፈቅደዋል ።
 ይህን ፡ ትርጓሜ ፡ የሚያደርጉበትም ፡ ጥንተ ፡ ነገር ፡ ምስ
 ጋና ፡ ይግባውና ፡ ሁለንተናው ፡ የጌታችን ፡ ቃል ፡ ነው ።
 ሂዱ ፡ እሕዛብን ፡ ሁሉ ፡ አስተምሩ ፡ ሰለብ ፡ በወልድ ፡
 በመንፈስ ፡ ቅዱስ ፡ ስም ፡ አጥምቋቸው ፡ ያዘዘኋችሁንም
 ሁሉ ፡ እንዲጠብቁ ፡ አስተምሩአቸው ፡ እኔም ፡ እስከ ፡
 ዓለም ፡ ፍጻሜ ፡ ድረስ ፡ ከእናንተ ፡ ጋር ፡ እኖራለሁ ፡
 ያላቸው ፡ ቃል ፡ ነው ። (ማቴ ፡ ፳፰ ፡ ፲፱-፳) ። እነርሱ ፡
 እበከ ፡ ዓለም ፡ ፍጻሜ ፡ ድረስ ፡ አንዳይኖሩ ፡ የተረዳ ፡
 ነው ። በዚህ ፡ ቃል ፡ ከእነርሱ ፡ በኋላ ፡ በለሚመጡትና ፡
 በማስተማርም ፡ በእነርሱ ፡ ፈንታ ፡ በለሚሾሙት ፡ የተ
 ናገረ ፡ መሆኑን ፡ እርሱ ፡ እንዳስረዳ ፡ የታወቀ ፡ ነው ።
 ለእናንተ ፡ የምለውን ፡ ለሁሉ ፡ እላለሁ ፡ (ማር ፡ ፲፫ ፡ ፵፯)
 በማለቱ ፡ ይህን ፡ ያጸናል ። ስለዚህም ፡ የተቀደሰችው ፡
 ማኅበርና ፡ ቅዱሳን ፡ ማእምራን ፡ የሆኑ ፡ የሊቃውንቱ ፡
 ቀኖና ፡ ተቀባይነትን ፡ ያገኘች ፡ ሆነች ። እኒሁም ፡ እንደ ፡
 ሮሜ ፡ ሊቀ ፡ ጳጳሳት ፡ እንደ ፡ አቡሊዲስና ፡ እንደ ፡ ቂሳር
 ያው ፡ ኤጲስቆጶስ ፡ እንደ ፡ ባስልዮስ ፡ ከእስክንድርያ ፡
 ሊቃነ ፡ ጳጳሳትም ፡ እነርሱን ፡ እንደሚመበሉት ፡ ያሉት ፡
 ናቸው ።

ፈቃድ ፡ ወንጌልን ፡ ለመሰበክና ፡ ሐዋርያትን ፡ ለመ
 ላክ ፡ ከሆነስ ፡ ለሰብከት ፡ መትጋት ፡ ብቻ ፡ ነው ። ጳውሎስ
 ስለ ፡ ሃይማኖት ፡ የሚደረገው ፡ ሰብከት ፡ አጭር ፡ ነው ፡
 የሕይወት ፡ ትእዛዝ ፡ ግን ፡ እስከ ፡ ዘላለም ፡ ይኖራል ፡ እን
 ዳለ ። (ዕብ ፡ ፲፩ ፡ ፵፪) ፡ ሰባክያን ፡ በየሀገሩ ፡ የፍርድ ፡

መቅደም

መቅደም

ዘሥርዓት ፡ በውስተ ፡ እህጉር ፡ ለሊቃውንት ።

እስመሀ ፡ እለ ፡ ይጼውዑ ፡ ሰብእ ፡ ኅበ ፡ ኅዲገ ፡ ጥሪት ፡ ፍጹመ ፡ ሊሠርዑ ፡ ሎሙ ፡ ቀኖናተ ፡ ፍሉጣተ ፡ በእንተ ፡ ፍትሐ ፡ ልቃሕያት ፡ ወተሳትፎታት ፡ ወለአለ ፡ ይሰሕቡ ፡ ኅበ ፡ ኅዲገ ፡ እውስቦ ፡ ሊሠርዑ ፡ ሎሙ ፡ ፍትሐ ፡ ዚእሁ ። ወለአለ ፡ ይከልኡ ፡ አፍቅሮተ ፡ ዓለም ፡ ወዘሀሎ ፡ ውስቴቱ ፡ ኢሐገጉ ፡ ሎሙ ፡ ሥርዓተ ፡ ተናግዶ ወረባኅ ።

ወዓዲ ፡ በቀዳሙ ፡ ሠሪዐ ፡ ምግባራት ፡ ሥጋውያት ፡ እለ ፡ በከሠት ፡ እንተ ፡ መፍትው ፡ ይፍትሑ ፡ ባቲ ፡ መኳንንት ፡ ላዕላ ፡ ሰብእ ፡ በዘተነግረ ፡ በሕግ ፡ ቀዳማዊ ፡ ፀውእቱ ፡ ኦሪት ፡ በከመ ፡ ተሠርዐ ፡ በእንቀጸ ፡ ዚእሁ ። ወበእንተዝ ፡ ይቤ ፡ ጴጥሮስ ፡ ሐዋርያ ፡ በ፲ወ፪ ፡ ትእዛዝ ፡ እምፎወ፩ ፡ ኦሪት ፡ መጻሕፍት ፡ ይሚሀራከሙ ፡ በእንተ ፡ ዘተርፉ ፡ ትእዛዛት ፡ ወንሕነኒ ፡ ንነግረከሙ ፡ ዘተእዘዝነ ፡ ቦቱ ።

ወረሰዩ ፡ ጸሕቆሙ ፡ ኅበ ፡ ሕገ ፡ ፍጻሜ ፡ ወኅበ ፡ ፈጽሞተ ፡ ገሥዖተ ፡ ምግባራት ፡ ዘውስጥ ፡ መንፈሳዊት ፡ ዘይደልዎ ፡ ለለባዊ ፡ ከመ ፡ የአጋዝ ፡ ባቲ ፡ ነፍሶ ፡ ዘእይደልዎሙ ፡ ለመኳንንት ፡ ይፍትሑ ፡ ባቲ ፡ ዘከመ ፡ ገሥዖተ ፡ ሕሊናት ፡ ወጠባይዓት ፡ ወመጻእያት ፡ ዘውስጥ ፡ ወእኮ ፡ እንተ ፡ ትትገበር ፡ በመለያልይ ፡ ዘከሠት ። እሰመ ፡ ለዝንቱ ፡ ተግሣፅ ፡ ደኃራዊ ፡ ይትረከብ ፡ ቦቱ ፡ ፍጻሜ ፡ ሰብእ ፡ ዘተነግረ ፡ በነፍሶ ፡ ወሥጋ ፡ በገቢረ ፡ ምግባራቲሁ ፡ ነፍሳዊት ፡ ወሥጋዊት ፡ እሰመ ፡ ነፍስ ፡ ይእቲ ፡ እንተ ፡ ታንሰሐሰሐ ፡ ስሥጋ ፡ ወእምከመ ፡ ተገሠፀ ፡ ኣንሰሐሳሐ ፡ ወኮነ ፡ ፍጹመ ፡ ይትጌሠግ ፡ ምግባራቲሁ ፡ እለ ፡ ይትገበራ ፡ በዘያንሰሐሰሐ ፡ ዘውእቱ ፡ ሥጋ ፡ እሰመ ፡ ውእቱ ፡ ከመ ፡ ንዋየ ፡ መስቄ ፡ ለነፍሶ ።

ወናሁ ፡ ተሠርዐ ፡ በተፍጻሚተ ፡ ዝንቱ ፡ መጽሐፍ ፡ ዘይደሉ ፡ ለሊቃውንት ፡ ከመ ፡ ይወስኩ ፡ ዲቤሁ ፡ ወያንትጉ ፡ እምጌሁ ፡ ወአልቦ ፡ ዘእኮነ ፡ ሎሙ ፡ ብዉሐ ፡ ውስተ ፡ ዝንቱ ። ወተዘከረ ፡ በመትሎሁ ፡ ውስተ ፡ እሐዱ ፡ ምዕራፍ ፡ ከመ ፡ ይደሉ ፡ ገቢረ ፡ ቀኖናት ፡ ቃለ ፡ ግገበር ፡ ዘኒቅያ ፡ በብሂሎተሙ ። ወለእመ ፡ ተዐደወ ፡ ፩ሂ ፡ ዘእቅደምነ ፡ ወብሀልናሁ ፡ እኮ ፡ ኪያነ ፡ ዘይትቃወም ፡ አላ ፡ ይትቃወም ፡ ለእግዚአብሔር ፡ ውእቱ ፡ ለይሕትት ፡ ዝንቱ ፡ መጻሕፍተ ፡ እግዚአብሔር ፡ ወያስተሐይጽ ፡ መጻሕፍተ ፡ ቤተ ፡ ክርስቲያን ፡ እሚሃ ፡ ይሌቡ ፡ ከመ ፡ እግዚአብሔር ፡ እዘዘነ ፡ በዝንቱ ፡ ነሉ ።

ወይትዐወቅ ፡ እምቀኖናሆሙ ፡ ከመ ፡ ነሉ ፡ ዘተ

መጽሐፍን ፡ ለይቶ ፡ መጻፍን ፡ ለሊቃውንት ፡ ተዉ ።

ሰውን ፡ ፈጽሞ ፡ ገንዘብን ፡ ወደመተው ፡ የሚጠሩበት ፡ ጊዜ ፡ ነበረና ፡ ስለ ፡ ብድርና ፡ ስለ ፡ ሽርክና ፡ ለሚፈርደው ፡ ፍርድ ፡ የተለዩ ፡ ሕጎችን ፡ አልሠሩላቸውም ። ጋብቻን ፡ ወደመተው ፡ ለሚያሰቡትም ፡ ሰዎች ፡ የዚህን ፡ ፍርድ ፡ አልሠሩላቸውም ። ዓለምንና ፡ በውስጡ ፡ ያለውን ፡ መውደድን ፡ ለሚከለከሉትም ፡ የንግድንና የትርፍን ፡ ፍርድ ፡ አልደነገጉላቸውም ።

ዳግመኛም ፡ ዳኞች ፡ በለዎች ፡ ላይ ፡ የሚፈርዱት ፡ ሥጋዊ ፡ ፍርድ ፡ በቀድሞ ፡ ሕግ ፡ በኦሪት ፡ በተነገረውና ፡ በእንቀጸ ፡ በተወሰነው ፡ ይበቃል ፡ ብለው ፡ ለተገለጡት ፡ ሥራዎች ፡ ሕግ ፡ መሥራትን ፡ ተዉ ። ስለዚህም ፡ ሐዋርያው ፡ ጴጥሮስ ፡ ከ፳፩ዱ ፡ ውስጥ ፡ በ፲፪ኛው ፡ ትእዛዝ ፡ “ወንድሞች ፡ ሆይ ፡ ከእኛ ፡ የቀረውን ፡ መጻሕፍት ፡ ያስተምሩእችኋል ፡ እኛም ፡ የታዘዝነውን ፡ እንነግራችኋለን” ፡ እለ ።

ትጋታቸውን ፡ ወደ ፡ ፍጹምነት ፡ ሕግ ፡ ወደ ፡ ወንጌልና ፡ ነፍስ ፡ በሕዋሳት ፡ ውስጥ ፡ የምትሠራቸውን ፡ ሥራዎች ፡ ወደ ፡ መገሠጽ ፡ እደረጉ ። ዐዋቂ ፡ ሰው ፡ መኳንንት ፡ ሊፈርዱባት ፡ የግይቻላቸውን ፡ ነፍሱን ፡ ወስኖ ፡ ለመያዝ ፡ የሚበቃበትን ፡ ይኸውም ፡ በሕዋሳት ፡ አፍኦ ፡ የሚሠሩ ፡ ሥራዎችን ፡ ያይደለ ፡ በሕዋሳተ ፡ ውስጥ ፡ የሚሠሩ ፡ ሥራዎችን ፡ ወስኖ ፡ መያዝ ፡ ነው ። በዚህ ፡ በኋለኛው ፡ ተግሣጽ ፡ ነፍሳዊና ፡ ሥጋዊ ፡ ሥራዎችን ፡ በመሥራት ፡ ከሥጋና ፡ ከነፍስ ፡ የተሠራው ፡ የሰው ፡ ፍጹምነት ፡ ይገኝበታልና ። ሥጋን ፡ የምታንቀሳቅሰው ፡ ነፍስ ፡ ናትና ፡ እንቀሳቃሹ ፡ (ነፍስ) ፡ ከተገሠጸ ፡ ፍጹምም ፡ ከሆነ ፡ በሚንቀሳቀሰው ፡ የሚሠሩት ፡ ሥራዎች ፡ ይገሠጻሉ ፡ ይኸውም ፡ ሥጋ ፡ ነው ። እርሱ ፡ (ሥጋ) ፡ ለነፍስ ፡ እንደ ፡ መሆን ፡ ነውና ።

እነሆ ፡ በዚህ ፡ መጽሐፍ ፡ መጨረሻ ፡ ላይ ፡ ለሊቃውንት ፡ የሚገባው ፡ ነገር ፡ ተጽፎአል ፡ በእርሱ ፡ ላይ ፡ እንዲጨምሩ ፡ ከእርሱም ፡ እንዲቀንሱ ፡ በዚህ ፡ ውስጥ ፡ ያልተፈቀደላቸው ፡ ነገር ፡ የለም ። በሚቀጥለው ፡ በምዕራፍ ፡ ፩ ፡ ውስጥም ፡ ቀኖናትን ፡ ማድረግ ፡ እንዲገባ ፡ ተነገረ ። የኒቅያ ፡ ግገበር ፡ እንዲህ ፡ አሉ ። አስቀድመን ፡ የተናገርነውን ፡ እንድ ፡ ሰው ፡ አንኳ ፡ ቢያፈርስ ፡ አኛን ፡ የሚቃወም ፡ አይደለም ፡ እርሱ ፡ እግዚአብሔርን ፡ ይቃወመዋል ፡ እንጂ ፡ ይህ ፡ ሰው ፡ የእግዚአብሔርን ፡ መጻሕፍት ፡ ይመርምር ፡ የቤተ ፡ ክርስቲያን ፡ መጻሕፍትንም ፡ ይመልከት ። ያንጊዜ ፡ ይህን ፡ ሁሉ ፡ እግዚአብሔር ፡ እንዳዘዘን ፡ ይረዳል ።” አሉ ።

እምላክ ፡ በአጻፋቸው ፡ መጻሕፍትና ፡ ሐዋርያት ፡

መቅደም

ነግረ : ባቲ : ኢኮነ : ፍሱጠ : መክሙተ : ወዘይትዐወቅ :
 ውሱተ : መጻሕፍት : አምላካውያት : ወቀኖናት : ሐዋር
 ያውያት ። ወእመ : እኮስ : እምኮነ : ዘተነግረ በቀኖና
 ሆሙ : ለማገበር : ደገሞተ : ነገር : ዘኢይትፈቀድ :
 ውእቱ ። ወባሕቱ : ተነግረ : እምቀዲሙ : ድሙረ : ዘእን
 በስ : ፍልጠት : ወፈለጥዎ : ድገረ : ከመ : ይኩን : ዘይት
 ኦነዝ : ወይትሚጠን : በከመ : እቅደምን : ነገረ ። ወዝ
 ንቱ : ውእቱ : ግብሩ : ስዝንቱ : መጽሐፍ : ወእምሳሊሁ
 እምውሱተ : ዘተድገረ : በዘመን : ቦ : ዘይመስል :
 ስንበ : ዘቀደም : ወንሰእል : እምነበ : እግዚእብሔር :
 ምሕረተ : ወተሰናዕዎ : ወረድኡተ ።

እእምር : ከመ : ዝንቱ : መጽሐፍ : ይነግር : መቅ
 ድመ : መክልኤተ : ጎበረታተ : ወመቅድምሂ : ይዜኑ :
 በእንተ : ክልኤቱ : ክፍላት ። ቀዳማዊሰ : ነዋ : ቀደመ ።
 ዳግማዊኒ : ሀሎ : በዘክሮተ : መጻሕፍት : ወቀኖናት :
 ዘእስተጋብእ : ዝንቱ : መጽሐፍ : መከሃተ : ትእምርታ
 ቲሆሙ ። ለመጻሕፍትሰ : እምላካውያት : ትእምርተ :
 ፊደል : ወንጌል : ጀ : ወለግብረ : ሐዋርያት : ወሐዋ
 ሮያ : ትእምርቶሙ : ስመ : እንባርያን : ቃል ። ወስመል
 እከታተ : ጳውሎስኒ : ትእምርቶሙ : በሰመ : አወገር :
 ወበሰመ : ብእሲ : ዘጸሐፈ : ሎቱ : መልእክተ : አው :
 በሰመ : ካልእ : እምአስማት ። ስዕብራውያን : ዕብ :
 ወስጢሞቲምስ : ጢት ። ወለመጻሕፍተ : ኦሪትኒ : በጀ :
 ፊደላት : እሙንቱ : ወፊደል : ትእምርተ : አራት :
 ቀዳማዊ : ትእ : ወዳግማዊ : ትቤ : ወግልስ : ትጋ :
 ወራብዕ : ትዳ : ወንምስ : ትሔ : ወዞሄ : ኅልቁ :
 መጻሕፍት ።

ሰመጻሕፍተ : ቀኖናትሰ : ቀዳማዊሆሙ : ቀኖና :
 ዘመርዕዎ : ሐዋርያት : ወእሙንቱ : እንዘ : ኅቡእን :
 በጽርሐ : ጽዮን : እምድገረ : ዕርገት : ወርደተ : መን
 ፈስ : ቅዱስ : ላዕልሆሙ : ወእምቅድመ : ይዘረወ :
 በእንተ : ሰብክት ። ወጸመወ : መልካውያን : ወንሰጥሮ
 ሳውያን : በእንተ : ተርጉሞቱ : እምልሳን : ጽርእ : ኅበ :
 ዓረቢ ። ወውእቱ : ሀሎ : ኅበ : ያዕቆባውያን : ወሶርያ
 ወያን : ወውእቱ : ጽሑፍ ። ወኅልቀሰ : በኅበ : መልካ
 ወያን : ሕ : ቀኖናት : ወትእምርተ : ፊደልኒ : ዓይን :
 ውእቱ ።

ወዳግማዊ : ቀኖና : ዘእስተናበርዎ : ካዕበ : ሐዋር
 ያት : ወፈነውዎ : በእደ : ቀሴምንጦስ : ረድእ : ጳጥ

መቅደም

በሠሩዎቸው : ቀኖናት : የታወቀውና : በእርስዎ : የተነገ
 ረው : ሁሉ : የተለየ : የተገለጠ : እንዳልሆነ : ከቀኖና
 ቸው : የተነግ : ይታወቃል : ይህስ : ባይሆን : ኖሮ : በማ
 ገበሩ : ቀኖና : የተነገረው : የማይወደድ : ነገርን : መደጋ
 ገም : በሆነ : ነበር ። ነገር : ግን : መጀመሪያውን : ያለ :
 መለየት : በእንድንት : ተነገረ ። አስቀድሙን : እንደተና
 ገርን : የሚመጠን : የሚያዝ : ይሆን : ዘንድ : በኋላ :
 ስየት ። የዚህ : መጽሐፍ : ሥራውና : ልማዱ : ይህ :
 ነው : በኋላ : ዘመን : ከተነገረው : ውስጥ : የቀደመውን :
 የሚመስል : አለበት : ከእግዚአብሔር : ዘንድ : ይቅርታ
 ንና : ስምምነትን : እርዳታንም : እንስምናስን ።

ይህ : መጽሐፍ : መቅድምንና : ሁለቱን : ዓይን
 ቶች : (ሥጋዎና : መንፈሳዊ) እንደሚናገር : ዕወቅ ።
 መቅድሙም : ስለ : ሁለቱ : ክፍሎች : ያናገራል ። መጀመ
 ሪያው : እነሆ : አስቀድሞ : ተነገረ ። ሁለተኛውም :
 መጻሕፍትንና : ይህ : መጽሐፍ : የሰበሰባቸውን : ቀኖ
 ኖት : በመጥቀስ : ምልክቶቻቸውንም : በመግለጥ :
 ተነገረ ።

የእምላክ : መጻሕፍት : ግን : የወንጌል : ፊደል :
 ምልክት : ጀ : ነው ። የግብረ : ሐዋርያትና : የሐዋርያ :
 ምልክታቸው : መጽሐፉን : ጽፈው : ያኖሩት : ሰዎች :
 ስም : ነው ። የጳውሎስ : መልእክታትም : ምልክታ
 ቸው : በአገሮቹ : ስምና : መልእክቱን : በጸፈለት :
 ስው : ስም : ነው ። ወይም : ከስሞቹ : በሌላ : ስም :
 ነው ። ከዕብራውያን : ሲጠቅስ : ዕብ : ይላል ። ከሌሎቱ
 ምስ : ሲጠቅስ : ጢት : ይላል ። የአራት : መጻሕፍትም :
 ምልክታቸው : በሁለት : ፊደሎች : ተወስኖአል ። የመጀ
 መሪያው : አራት : ምልክት : ትእ : ነው ። የሁለተኛው :
 ምልክት : ትቤ : የሶስተኛው : ምልክት : ትጋ : የኦራ
 ተኛው : ምልክት : ትዳ : የእምስተኛው : ምልክት :
 ትሔ : ይላል ። ሆኖ : የመጻሕፍት : መቁጠሪያ : ነው ።

የቀኖና : መጻሕፍት : መጀመሪያቸው : ሐዋርያት :
 የሠሩዎት : ናት ። እነርሱ : ከዕርገትና : መንፈስ : ቅዱስ :
 በእነርሱ : ላይ : ከወረደ : በኋላ : ስሰብክት : ከመበተናቸ
 ውም : አስቀድሞ : በጽርሐ : ጽዮን : ተሰብስበው : ሳሉ :
 የሠሩዎት : ናት ። ንስጥሮሳውያንና : መልካውያን : ይህን :
 ከግሪክ : ወደ : ሀረቢኛ : ለመተርጉም : ደከሙ ። እር
 ሱም : በያዕቆባውያንና : በሶርያውያን : ዘንድ : እሁን :
 አስ : እርሱም : ተጽፎአል ። በመልካውያን : ዘንድ :
 ቍጥሩ : ሷ : ቀኖና : ነው ። የፊደሎም : ምልክት : ዓይን :
 ነው ።

ሁለተኛው : ቀኖና : ሐዋርያት : ዳግመኛ : ይዘጋጁ
 ትና : የሊቀ : ሐዋርያቱ : የጳጥሮስ : ደቀ : መዝሙር :

መትድም

ርስ : ሊቀ : ሐዋርያት : ጎበ : ሁሉም : አርድእት :
 ወጎበ : ሁሉም : መሃይምናን ። ወተርጉምም : ጎበ :
 ዓረቢ : መለካውያን : ወንስጥሮሳውያን : ውስተ :
 አሐቲ : መጽሐፍ ። ወጉላቋሃ : በጎበ : መለካውያን :
 ጭወቹቱ ። ወከማሁ : ውሐቱ : በጎበ : ያዕቆባውያን :
 ወሶርያውያን ። ወጉላቋህ : በጎበ : ንስጥሮሳውያን :
 በከመ : ያነግር : መጽሐፈ : ሁሉም : ክርስቲያን :
 ዘእስተጋብአ : ወልደ : ጠደብ : ንስጥሮሳዊ : ጭወቹቱ ።
 ወትእምርቱስ : ፩ : ፊያላት : ፪ቱ : እምስመ : ሐዋርያት :
 ወሣልስ : እምስመ : ረድእ : ዘተፈነወ : በእያሁ ።
 ተብህለ : ከመ : አባ : ሚካኤል : ዘሀገረ : ድምያጥ :
 ሊቀ : ጳጳሳት : እሎንተ : ሕዕረ : ተኖናተ : እስተጋብአ :
 ዘውአቶሙ : ፫ቱ : መጻሕፍት : እምሁሉ : ዘተጽሕፍ :
 እምኔሆሙ : ለለ : አሐዱ : በወጉላቋሙ : ወአኮነ :
 አሐዱ : ዘተከሥተ : እምካልእ : ውሐቱ : ባሕቲቱ :
 ከሠቶሙ : ወራብአኒ : ያመርሕ : ስሙ : ዘከመ : ቀዳ
 ማዊ : ውሐቱ : ወትእምርቱኒ : ረስጦአ : ዘውሐቱ : ቀሌ
 ምንጦስ : ቀዳማዊ ።

ወግብጻውያንስ : አውዕሉ : በጉልቂ : አሌፍ : ፩ :
 ቤት : ፪ : ወከመዝ : እስከ : ፫ : ወበጎበ : ካፍሰ : ፳ :
 ላሚድ : ፴ : ወከመዝ : እስከ : ተፍጻሜቱ ። ወአውዕሉ :
 ውሐቶሙ : ዘንተ : ጎበ : ፪ቱ : መጻሕፍት : አለ : ያነግሩ :
 ለለ : አሐዱ : እምኔሆሙ : ዘይብዝህ : እምዘሀሎ : ውስተ
 ካልኡ : ወጉልቂ : አሐዱ : እምኔሆሙ : ፪ወ፬ቱ :
 ቀኖና : ወትእምርቱ : ረስጦብ : ዘውሐቱ : ቀሌምንጦስ :
 ጻግም ። ወጉልቂ : ካልኡኒ : ፶ወ፮ቱ : ወትእምርቱኒ :
 ረስጦጅ : ዘውሐቱ : ቀሌምንጦስ : ሣልስ ።

እሎንኬ : መጻሕፍት : ፫ቲሆን : የጎብራ : በነገር :
 ወፍሉጣት : እማንቱ : በጉልቂ : አከፋል : ኢይዌስክ :
 ኢሐዱ : ላዕለ : ካልኡ : ዘእንበለ : በጎዳጥ ።

ወሣልስ : መጽሐፍ : ዘዕዉቅ : በጎበ : ግብጻው
 ያን : ዲድስቅልያ : ዘውሐቱ : ትምህርት : ብሂል : ወይነ
 ግር : ከመ : አሙንቱ : ተጋብኡ : በእንተ : እንብሮቱ :
 ውስተ : ሊየሩሳሌም : ፲ወ፪ቱ : ሐዋርያት : ወጳውሎስ :
 ጎሩይ : ወያዕቆብ : ኤጲስቆጶስ : ዘኢየሩሳሌም ። ወጽ
 ሕቁ : በእንተ : አውዕሉቱ : ግብጻውያን : ወአለቦ :
 ውስቴቱ : ምንትኒ : ዘየሐጽጽ : እምቀኖናት ። ወመብ
 ዝጎቶ : ረስዩ : ስምሀ : ውስቴቱ : በውስተ : መካናት :
 እምወንጌል : ወእምብሉይ : ወጉላቋሁ : ፵ወ፫ቱ : አን

መትድም

በሆነ : በቀሌምንጦስ : አጅ : ወደ : ምእመናን : ሁሉ :
 የሳኩት : መጽሐፍ : ነው ። መለካውያንና : ንስጥሮሳ
 ውያን : እንድ : መጽሐፍ : እድርገው : ወደ ዐረብኛ
 ተረጉሙት ። ቊጥሩም : በመለካውያን : ዘንድ : ፹፫ :
 ነው ። በያዕቆባውያንና : በሶርያውያንም : ዘንድ :
 ቊጥሩ : አንደዚሁ : ነው ። በንስጥሮሳውያን : ዘንድ :
 ያለው : ቊጥሩ : ግን : ንስጥሮሳዊ : ወልደ : ጠይብ :
 የሰበሰበው : የክርስቲያኖች : ሁሉ : መጽሐፍ : አንደ
 ሚናገረው : ፹፪ : ነው ። ምልክቱም : እራት : ፊያላት :
 ናቸው ። ሁለቱ : ከሐዋርያት : ስም : ሦስተኛውም :
 በአጁ : ከተላከበት : ደቀ : መዝሙር : ስም : ሳይ : የተጠ
 ቀስ : ነው ። የድምያጥ : ሊቀ : ጳጳሳት : አባ : ሚካኤል :
 እነዚህን : ቀኖናት : አሳጥሮ : አንደ : ሰበሰባቸው :
 ተነገረ ። እነርሱም : እያንዳንዳቸው : በየቊጥራቸው :
 ከተጻፉት : ወገን : የሆኑ : ሦስት : መጻሕፍት : ናቸው ።
 አንድ : አንኳ : በሌላ : የተገለጠ : አይደለም ። አርሱ :
 ብቻ : ገለጣቸው : እንጂ ። እራተኛውም : መጀመሪያ :
 እንደሆነ : ስሙ : ያስረዳል ። ምልክቱም : ረስጦአ :
 ነው ። ያኸውም : የመጀመሪያው : ቀሌምንጦስ :
 ማለት : ነው ።

ግብጻውያን : ግን : አሌፍን : ፩ : ቤትን : ፪ : ብለው :
 ቂጠሩ : በዚህም : ሁኔታ : እስከ : ፫ : ቂጠሩ ። ካፍን :
 ፳ : ላሚድን : ፴ : እደረጉት ። በዚህ : ዓይነት : እስከ :
 መጨረሻው : ቂጠሩ ። እያንዳንዱ : ባንዱ : ውስጥ :
 ካለው : የሚበልጥ : የሚናገሩ : ሁለት : መጻሕፍት :
 እድርገው : አውጣጡት ። ከእነርሱም : ያንዱ : ቊጥር :
 ፪፬ : ቀኖና : ነው ። ምልክቱም : ረስጦብ : ይላል ። ይኸ
 ውም : ሁለተኛው : ቀሌምንጦስ : ማለት : ነው ። የሁለ
 ተኛውም : ቊጥር : ፶፮ : ነው ። ምልክቱም : ረስጦጅ :
 ነው ። ያኸውም : ሦስተኛው : ቀሌምንጦስ : ማለት :
 ነው ።

እነዚህም : ሦስቱ : መጻሕፍት : በነገር : ይተባብ
 ራሉ ። በአከፋፈል : ቊጥር : ግን : የተለያዩ : ናቸው ።
 እንዱ : በሁለተኛው : ሳይ : ከጥቂት : በቀር : አይጨ
 ምርም ።

ሦስተኛውም : መጽሐፍ : በግብጻውያን : ዘንድ :
 ዲድስቅልያ : በመባል : የታወቀ : ነው ። ትርጓሜውም :
 ትምህርት : ማለት : ነው ። እርሱን : ጽፎ : ለማኖር :
 ፲፪ቱ : ሐዋርያትና : የተመረጠው : ጳውሎስ : የኢየሩሳ
 ሌም : ኤጲስቆጶስ : ያዕቆብም : በኢየሩሳሌም : አንደ
 ተሰበሰቡ : ይናገራል ። ግብጻውያን : እርሱን : ተርጉሞ :
 ለማውጣት : ተጉ ። ከቀኖናት : ምንም : የሚያንሰበት :
 የለውም ። ከውስጡም : በየአንቀጾ : ሳይ : አብዛ
 ኛውን : ከወንጌልና : ከብሉይ : ምስክር : እደረጉለት ።

መቅደም

ቀጽ : ወትእምርቱ : ድስቅ : ዝ : ውእቱ : ዲድስቅልያ ።

ወራብዕኒ : መልእክተ : ዴጥሮስ : ጎበ : ቀሌምንጦስ : ወትእምርቱ : ዴጥ : ዝ : ውእቱ : ዴጥሮስ ።

ወሐምስ : ቀኖና : ጉባኤ : ቀዳሚሆሙ : ለጉባኤያት : እስ : ተጋብኡ : እምድጎረ : ሐዋርያት : በህገረ : ዕንቆራ : ዘእምአህጉረ : ገላትያ ። ወጉልቆሙ : ፲ወ፪ : ኤዲስ ቆጶሳት : ወተጋብኡ : በእንተ : ምክንያት : ዘወድቀ : አመ : ዘመን : ፍርሃት : በዘዘዚአሁ : ክህደት : ወጉልቆ : በመጽሐፈ : ቅብጥ : ጽወ፭ : ቀኖና ። ወትእምርታሂ : ስመ : ዚእሃ ።

ወሳድስ : ቀኖና : ማኅበር : ዳግማዊ : ዘተጋብኡ : በቅርጣግና ። ወውእቱ : ህልው : ጎበ : ቀሳርያ ። ወጉልቆሙ : ፶ ኤዲስቆጶሳት ። ወሠርዑ : ፲ወ፬ተ : ቀኖናተ : በእንተ : ስብሰባ : ወካህናት ። ወትእምርቱ : ቀጠግ : ዝውእቱ : ቅርጣግና ።

ወሳብዕ : ቀኖና : ጉባኤ : ሣልስ : ዘግንግራ ። ወጉልቆሙ : ፲ወ፭ቱ : ኤዲስቆጶሳት : ዘተጋብኡ : በእንተ : አውግዞቶሙ : ለእስ : የሐርሙ : ስለዐ : ሥጋ : ወአውስቦ ። ወሠርዑ : ዘንተ : በእንተዝ : ወዘይመስሎ : ጽ : ቀኖናተ ። ወትእምርቱ : ግንር : ዝውእቱ : ግንግራ ።

ወሳምን : ቀኖና : ጉባኤ : ራብዕ ። ወጉልቆሙ : ፲ወ፫ቱ : ኤዲስቆጶሳት : ዘተጋብኡ : በእንጻኪያ : በእንተ : ክህደተ : ጳውሎስ : ሳሚሳጢ : ሶበ : ይቤ : እስመ : ክርስቶስ : ስብእ : ዕራቁ ። ወመተርዎ : ወሠርዑ : ጽወ፭ተ : ቀኖናተ : በእንተ : ክህነት ። ወትእምርቱ : ጸክ : ዝውእቱ : አንጻኪያ ።

ወታስዕ : ቀኖና : ጉባኤ : ኃምስ : ወውእቱ : ቀዳሚሆሙ : ለጉባኤያት : ዐበይት : ዘተጋብኡ : በኒቅያ : በ፫፻ ጽወ፭ቱ : ዓመት : እምሥጋዌ : ወበ፲ወ፱ : ዓመተ : መንግሥቱ : ለቄስጦንጢኖስ : ዘየዐቢ : ቀዳሚሆሙ : ለነገሥተ : ክርስቲያን ። ወጉልቆሙ : ፫፻፲ወ፳ቱ : ኤዲስ ቆጶሳት ። ወተብሀለ : ክመ : እሎ : ተጎርዩ : እምጳ፻ወ፫፻ወ፵ : ኤዲስቆጶሳት : ዘተጋብኡ : በምክንያተ : ክሕደቱ : ለአርዮስ : ሶበ : ይቤ : እስመ : ወልድ : ፍጡር : ወእቱ : ወተዋሥኦ : እስክንድሮስ : ሊቀ : ጳጳሳት : ዘእለ : እስክንድርያ : ወዋዎ ። ወጎብሩ : ምስሌሁ : ማኅ

መቅደም

ቀጥሩም : ፵፫ : እንቀጽ : ነው ። ምልክቱም : ድስቅ : ነው ። ይኸውም : ዲድስቅልያ : ማለት : ነው ።

አራተኛውም : ዴጥሮስ : ወደ : ቀሌምንጦስ : የላከው : መልእክት : ነው ። ምልክቱም : ዴጥ : ነው ። ይኸውም : ዴጥሮስ : ማለት : ነው ።

እምስተኛውም : የጉባኤ : ቀኖና : ክሐዋርያት : በኋላ : የገላትያ : አገሮች : ክፍል : በሆነች : በዕንቆራ : ከተማ : የተሰበሰቡት : ሊቃውንት : የጻፉት : የጉባኤዎች : ተቀዳሚያቸው : ነው ። ቀጥራቸውም : ፲፪ : ኤዲስቆጶሳት : ነው ። በልዩ : ልዩ : ክሕደት : ምክንያት : ፍርሃት : በበዛበት : ዘመን : ተሰበሰቡ ። ቀጥርዋ : በግብጽ : መጽሐፍ : ጽፏት : ቀኖና : ነው ። ምልክቷም : ስሚ : ነው ።

ስድስተኛውም : በቅርጣግና : የተሰበሰቡት : የ፪ኛው ማኅበር : ቀኖና : ነው ። ይኸውም : በቀሳርያ : የሚገኝ : ከተማ : ነው ። ቀጥራቸውም : ፶ : ኤዲስቆጶሳት : ነው ። ስለ : ጋብቻና : ስለ : ካህናት : ፲፬ : ቀኖናት : ጻፉ : ምልክቱም : ቀጠግ : ነው ። ይኸውም : ቅርጣግና : ማለት : ነው ።

ሰባተኛውም : በግንግራ : የተደረገ : የሦስተኛው : ጉባኤ : ቀኖና : ነው ። ቀጥራቸውም : ፲፭ : ኤዲስቆጶሳት : ነው ። እነርሱም : ሥጋ : መብላትንና : ጋብቻን : የሚከሰኩትን : አውግዞ : ለመለየት : የተሰበሰቡ : ናቸው ። ስለዚህ : ይህንና : የሚመስሉውንም : ጽ : ቀኖናት : ጻፉ ። ምልክቱም : ግንር : ነው ። ይኸውም : ግንግራ : ማለት : ነው ።

ስምንተኛው : የአራተኛው : ጉባኤ : ቀኖና : ነው ። ቀጥራቸው : ፲፫ : ኤዲስቆጶሳት : ነው ። እነርሱ : በጳውሎስ : ሳሚሳጢ : ክሕደት : ምክንያት : ክርስቶስ : ዕሩቅ : ብእሲ : ነው ። ባለ : ጊዜ : በአንጻኪያ : የተሰበሰቡት : ናቸው ። አውግዞውም : ለዩት : ስለ : ክህነት : ጽፏት : ቀኖናት : ጻፉ ። ምልክቱም : ጸክ : ነው ። ይኸውም : አንጻኪያ : ማለት : ነው ።

ዘጠነኛውም : የእምስተኛው : ጉባኤ : ቀኖና : ነው ። እርሱም : የታላላቅ : ጉባኤያት : ተቀዳሚያቸው : ነው ። ይኸውም : ከክርስቶስ : ልደት : በኋላ : በ፫፻፳፭ : ዓመት ለክርስቲያን : ነገሥታት : መጀመሪያቸው : የሆነ : ታላቁ : ቄስጦንጢኖስ : በነገሠ : በ፲፱ኛኛው : ዓመት : በኒቅያ : ስብሰባ : የተደረገበት : ነው ። ቀጥራቸው : ፫፻፲፮ : ኤዲስቆጶሳት : ነው ። እሊህ : ከሁለት : ሺህ : ፫፻፵ : ኤዲስቆጶሳት : ውስጥ : እንደ : ተመረጡ : ተነገረ : አርዮስ : ወልድ : ፍጡር : ነው ። ባለ : ጊዜ : በእርሱ : ክሕደት : ምክንያት : የተሰበሰቡ : ናቸው ። የእስክንድ

መቅደም

መቅደም

ጩ : ስመተርቱ : ወሰደቱ : ወጸሐፋ : መጽሐፈ : እንተ :
 ጩጩት : ውስቴታ : ሃይማኖት : ርትዕት = ወሠርዑ :
 ጩጩት : ፍትሕ : ቀኖናተ : ብዙጎተ : ጥቀ = ወበዛቲ :
 ጩጩት : ሀለወ : ጩ : ከፍል = ለጩ : እምኔሆሙ :
 ጩጩት : ጩ : ቀኖና : ወእምድንሬሀሰ : ቃላት : ብዙ
 ጩጩት : ዘእልዎን : ጩጩት = ወውእቱ : ዘይሰነዐዉ : ላዕ
 ጩጩት = ወትእምርቱን : ኒቅ : ዝ : ውእቱ : ኒቅያ =

ወካልኡኒ : ብዙን : ረባን : ቦቱ = ወጸሕቁ : ለእዕል
 ዎቱ : መለካውያን : ወንስጥርሳውያን = ወውእቱ :
 ንቡር : በጎበ : ያዕቆባውያን : ወሰርያውያን = ወጩ
 ልቂ : ዘእሁ : በውስተ : መጽሐፈ : መለካውያን :
 ጩጩት : ቀኖና = ወዘይተልዋሆን : ቃላት : ዘእልዎን :
 ጩጩት = ወመጽሐፍለ : ዘሀሎ : ጎበ : መለካውያን :
 ዎቱ : ተውሳክ : ለባሕተቶሙ : ወትእምርቱ : ኒቅያ =

ዓሥር : ቀኖና : ጩጩት : ሳድስ : ዘሎዶቅያ : ወጩ
 ልቂ : [ጩጩት : ኤዲስቆጶሳት : ዘተጋብኡ : በእንተ :
 ጩጩት : ወዘይመለልዎ : እምሰብእ : ፈጠራ : ዕልዋን : ሃይ
 ጩጩት = ወሠርዑ : ሃወጩት : ቀኖና : በእንተ : ክህነት :
 ወተዐምዶ : ወአውሰቦ : ወዘይመለሎ = ወይእቲ : ብዝ
 ጩጩት : ረባን = ወትእምርታ : ዶቅ : ዝ : ውእቱ : ሎዶቅያ =

ጩጩት : ቀኖና : ዘጩጩት : ሳብዕ : ወጩጩት :
 ጩጩት : ኤዲስቆጶሳት : ዘተጋብኡ : በሰርድቅያ : ጩጩት : ዘሀ
 ጩጩት : ርዎ : ወፍልሰጤን : በእንተ : አርዮሳውያን : እለ :
 ተንሥኡ : ላዕለ : አትናቴዎስ : ዘውእቱ : ዓሥር : ወታ
 ጩጩት : እምሊቃን : ጩጩት : ዘእለ : አስከንድርያ : ወላዕለ :
 ሊቀ : ጩጩት : ዘእንጾኪያ : ወላዕለ : ሊቀ : ጩጩት : ዘቀ
 ጩጩት = ወሰደድዎሙ : ወሚጥዎሙ : እሎ : ጎበ :
 ጩጩት : ወሠርዑ : ጩጩት : ቀኖና : በእንተ :
 ጩጩት : ኤዲስቆጶሳት = ወትእምርቱ : ሰድቅ : ዝው
 እቱ : ሰርድቅያ =

ጩጩት : ቀኖናተ : እቡሊድስ : ሊቀጩጩት : ዘርሚ
 ወጩጩት : ጩጩት : ቀኖና = ወጸሕቁ : በእንተ : እዕ
 ልዎቱ : ጩጩት = ወውእቱ : ዶጶን : ረባን : ፈድፋዶ
 ወፍሁ : ጩጩት : እምኔሆ : አባ : ጩጩት : ሊቀ : ጩጩት
 ጩጩት : እስከንድርያ : በውስተ : ቀኖና : ዘእስተጋብእ :
 ጩጩት = ወትእምርታ : ሰሙ : በደስ : ዝ : ውእቱ : እቡሊ
 ድስ =

ርዎ : ሊቀ : ጩጩት : እለ : እስከንድርያ : ተክራክር :
 ረታው : እርሱን : በማውገዝና : በመለየት : ጩጩት :
 ከእርሱ : ጩጩት : ተባበሩ = የቀኖናት : ሃይማኖት : ያለችበት
 ንም : መጽሐፍ : ጩጩት = ከፍርድ : በኋላም : እጅግ : የበዙ :
 ቀኖናትን : ጩጩት = በዚህች : መጽሐፍም : ሁለት : ክፍሎች :
 እሎ = ክነርሱ : የእንጾ : ቀጥር : ጩጩት : ቀኖና : ነው = ከእ
 ርሱ : በኋላ : ጩጩት : ሰፍር : ቀጥር : የሌላቸው : ብዙ : ቃላ
 ቶች : እሎ = እነሱም : ከእርሱ : ጩጩት : የሚሰማሙ :
 ናቸው = ምልክቱም : ኒቅ : ነው = ይኸውም : ኒቅያ :
 ጩጩት : ነው =

ሁለተኛውም : ብዙ : ጩጩት : እለበት = መለካው
 ያንና : ንስጥርሳውያን : እርሱን : ለመተርጎም : ተጉ =
 እርሱም : በያዕቆባውያንና : በሰርያውያን : ዘንድ : ይገ
 ኛል = ቀጥሩም : በመለካውያን : መጽሐፍ : ጩጩት : ቀኖና
 ነው = የሚከተሏቸውም : ቃላት : ቀጥር : የላቸውም =
 በመለካውያን : ዘንድ : ያለው : መጽሐፍ : ጩጩት : ለብ
 ቻው : ትርፍ : እለው = ምልክቱም : ኒቅያ : ነው =

እሥረኛውም : በሎዶቅያ : የተደረገው : የሰድስ
 ተኛው : ጩጩት : ቀኖና : ነው = ስለማኒና : ሃይማኖትን :
 ክለወጡ : የልብ : ወለድ : ሰዎች : ወገን : ስለ : ሚመስ
 ሎት : የተሰበሰቡት : ኤዲስቆጶሳት : ቀጥረው : ጩጩት :
 ነው = ስለ : ክህነት : ስለ : አገልግሎት : ስለ : ጋብቻና :
 ስለሚመስለውም : ጩጩት : ቀኖና : ጩጩት : ይህችውም : ብዙ :
 ጩጩት : አለባት = ምልክቱም : ዶቅ : ይላል = ይኸውም :
 ሎዶቅያ : ጩጩት : ነው =

እሥራ : እንደኛው : የሰባተኛው : ጩጩት : ቀኖና :
 ነው = ቀጥረውም : ጩጩት : ኤዲስቆጶሳት : ነው = እነ
 ርሱም : ከእስከንድርያ : ሊቃን : ጩጩት : ጩጩት : በሆ
 ነው : በአትናቴዎስና : በእንጾኪያው : ሊቀ : ጩጩት :
 በቀጥታንጥንያው : ሊቀ : ጩጩት : ላይ : ስለተነሡት :
 አርዮሳውያን : የፍልሰጤንና : የሮም : እንድ : ክፍል :
 በሆነች : በሰርድቅያ : የተሰበሰቡ : ናቸው = እነዚህን :
 የተነሡትን : እሳረሩባቸው = እሊህን : ጩጩት : ወደ : መን
 በራቸው : መለሷቸው = ስለ : ኤዲስቆጶሳት : መዓርግ :
 ጩጩት : ቀኖና : ጩጩት = ምልክቱም : ሰድቅ : ይላል = ይኸ
 ውም : ሰርድቅያ : ጩጩት : ነው =

እሥራ : ሁለተኛው : የሮሚ : ሊቀ : ጩጩት : የእቡ
 ሊዲስ : ቀኖና : ነው = ቀጥረውም : ጩጩት : ቀኖና :
 ነው = ስለትርጎሙ : ጩጩት = ተጉ = እርሱም :
 ብዙ : ጩጩት : ይሰማል = የእስከንድርያ : ሊቀ : ጩጩት :
 አባ : ጩጩት : እርሱን : በሰበሰበበት : ቀኖና : ውስጥ
 እነሆ : ከእርሱ : ጩጩት = የሰሙም : ምልክት : በደስ :
 ይላል = ይኸውም : እቡሊዲስ : ጩጩት : ነው =

መቅደም

መቅደም

፲ወቹተ፡ ቀኖና፡ ዘቅዱስ፡ ባሰልዮስ፡ ዐቢይ፡ ኤጲ ስቆጶስ፡ ዘቲሳርያ፡ በእንተ፡ ካህናት፡ ወተሀምዶ፡ ወእ ውስቦ፡ ወዘይመስሎ፡ ወውእቱ፡ ቅወም፡ በኅበ፡ ግብ ጸውያን፡ ወመለካውያን፡ ወኑልቱ፡ ፻ወ፯ቱ፡ ወሀሎ፡ ውስቴቱ፡ ረባኅ፡ ብዙኅ፡ ወትእምርቱ፡ በስ፡ ዝ፡ ውእቱ ባሰልዮስ፡ ወናሁ፡ ተነግረ፡ ንስቲት፡ እምነድላቲሁ፡ ውስተ፡ እንቀጽ፡ መነኩሳት፡ ወትእምርቱ፡ በስ።

፲ወ፱ቱ፡ ቀኖናት፡ ዘእሙራት፡ በቀኖናተ፡ ነገሥት ዘውስቴታ፡ ሥርዓታት፡ ዓለማውያት፡ ወተብህስ፡ ከመ፡ ይእቲ፡ ፱፡ መጻሕፍት፡ ዘእስተጋብእም፡ ለነገ ሥት፡ እምቃላት፡ ብዙኅት፡ በማኅበረ፡ ኒቅያ፡ ወተጽ ሕፈት፡ በዓውይ፡ ቈሰጠንጢኖስ፡ ንጉሥ፡ ፩ዱ፡ እም ኔሃ፡ ዘእሙር፡ በእብጥሊስ፡ ወኑልቱ፡ ፵፡ እን ቀጽ፡ ወመለካውያን፡ እስተጋብእም፡ ወውእቱ፡ መጽ ሐፍ፡ ሠናይ፡ ፈድፋድ፡ ወትእምርቱ፡ ጠስ፡ ዘውእቱ፡ ተጥላላት።

ወለካልኒ፡ ኑልቱ፡ በውስተ፡ ፪ሆን፡ አብያተ፡ ክርስቲያናት፡ ዘግብጽ፡ ወመለካውያን፡ ፻ወ፱፡ እንቀጽ ወውእቱ፡ ሀሎ፡ ኅበ፡ ንስጡር፡ ወናሁ፡ ጸሐፊ፡ እም ኔሁ፡ አባ፡ ገብርኤል፡ ሊቀ፡ ጳጳሳት፡ ዘእለ፡ እስክንድርያ፡ በናጻሚ፡ መጽሐፍ፡ ወትእምርቱ፡ መክ፡ ዘው እቱ፡ ነገሥት፡ ዳግም።

ወሣልስ፡ ዘጽሕቁ፡ በእፅልምቱ፡ መለካውያን፡ ወኑልቱ፡ ፳ወ፯ቱ፡ እንቀጽ፡ ወትእምርቱ፡ መጅ፡ ዝ፡ ወውእቱ፡ ነገሥት፡ ሣልስ፡ ወእሎ፡ ፪ቱ፡ መጻሕፍት፡ እለ፡ የኅብሩ፡ እምኔሆሙ፡ ንስቲት፡ ወዘተጽሕፊ፡ እምኔሁ፡ ጎዳጥ፡ ውእቱ።

ወራብዕኒ፡ ኑልቱ፡ ፵ወ፳ቱ፡ ክፍል፡ ወቀዳማዊ፡ እምኔሁ፡ ተጽሕፊ፡ ከመ፡ ውእቱ፡ ፹ወ፯፡ ወካልኦኒ፡ ፻፳ወ፳፡ ወመብዝሃቱ፡ እምኖትሐ፡ አራት፡ ወዘ፡ እም ኔሁ፡ ዘእሊዮኅብር፡ ምስለ፡ ሐዲስ፡ ሕግ፡ ወዘተጽሕፊ፡ እምኔሁ፡ ንስቲት፡ ወትእምርቱ፡ መግ፡ ዘውእቱ፡ ነገ ሥት፡ ራብዕ፡ ወዘይበዝሃ፡ እመጻሕፍተ፡ ቀኖና፡ ይትፈለጥ፡ ኑልቱ፡ ፩ዱ፡ ምስለ፡ ኑልቱ፡ ካልኦ፡

ወእልዞ፡ ካልእ፡ ዘይነግር፡ እመጻሕፍት፡ ወቀኖናት፡ እንተ፡ አቅደምነ፡ ዘክርዮን፡ ዘእንበስ፡ ዜናዊ፡ ዘውእቱ፡ ድዮናስዮስ፡ ወትእምርቱ፡ ድ፡ ወለጎርጎርዮስ ትእምርቱ፡ ግር፡ ወለዮሐንስ፡ አፈወርቅ፡ ትእምርቱ፡

እሥራ፡ ሦስተኛው፡ የቀሳርያ፡ ኤጲስቆጶስ፡ ታላቁ፡ ቅዱስ፡ ባሰልዮስ፡ ስለ፡ ክህነት፡ ስለ፡ ምንነቱና፡ ስለ፡ ጋብቻና፡ ስለ፡ ሚመስለው፡ የጻፈው፡ ቀኖና፡ ነው። ይኸውም፡ በግብጻውያንና፡ በመለካውያን፡ ዘንድ፡ ይገኛል። ቊ፡ ስው፡ በውስጡም፡ ብዙ፡ ጥቅም፡ እለበት፡ ምልክቱም፡ በስ፡ ይላል። ይኸውም፡ ባሰልዮስ፡ ማለት፡ ነው።

እሥራ፡ አራተኛው፡ በውስጥ፡ ዓለማውያን፡ ሥርዓቶች፡ ያሉባት፡ በነገሥታት፡ ሕጎች፡ የታወቁ፡ ቀኖናት፡ ናቸው። በኒቅያ፡ ማኅበር፡ ከብዙዎቹ፡ ቃላት፡ ስይተው፡ ለነገሥታት፡ የሰበሰቡዎቻቸውና፡ በንጉሡ፡ በቈንጠንጢኖስ፡ አደባባይ፡ የተጻፉ፡ ፱፡ መጻሕፍት፡ እንደሆኑ፡ ተነገረ። ከእርሰዋ፡ እንዲሁ፡ አብጥሊስ፡ በመባል፡ የታወቀ፡ ነው። ቊ፡ ስው፡ ከንቀጽ፡ ነው። መለካውያንም፡ ሰበሰቡት፡ ይህም፡ መጽሐፍ፡ እጅግ፡ ጥሩ፡ ነው። ምልክቱም፡ ጠስ፡ ይላል። ይኸውም፡ ተጥላላት፡ ማለት፡ ነው።

የሁለተኛውም፡ ቊ፡ በግብጽና፡ በመለካውያን፡ በሁለቱም፡ አብያተ፡ ክርስቲያናት፡ ፻፱፡ እንቀጽ፡ ነው። እርሱም፡ በንስጥርሳውያን፡ ዘንድ፡ እለ፡ እነሆ፡ የእስክንድርያው፡ ሊቀ፡ ጳጳሳት፡ አባ፡ ገብርኤል፡ በመጽሐፍ፡ መጨረሻ፡ ከእርሱ፡ ጻፈ። ምልክቱም፡ መክ፡ ይላል። ይኸውም፡ ሁለተኛው፡ የነገሥታት፡ ሕግ፡ ማለት፡ ነው።

ሦስተኛው፡ መለካውያን፡ ለመተርጎም፡ የደከሙለት፡ ነው። ቊ፡ ስው፡ ከንቀጽ፡ ነው። ምልክቱም፡ መጅ፡ ይላል። ይኸውም፡ ሦስተኛው፡ የነገሥታት፡ ሕግ፡ ማለት፡ ነው። አሊህ፡ ሁለቱ፡ መጻሕፍት፡ የሚተባበሩት፡ በትንሹ፡ ነው። ከእርሱ፡ የተጻፈውም፡

አራተኛውም፡ ቊ፡ ክፍል፡ ነው። ከእርሱም፡ የመጀመሪያው፡ ፹፯፡ እንቀጽ፡ ሁለተኛውም፡ ፻፳፩፡ እንቀጽ፡ እንደሆነ፡ ቊ፡ ስው፡ ከእርሱም፡ ውስጥ፡ ከሐዲስ፡ ኪዳን፡ ሕግ፡ ጋር፡ የማይተባበር፡ እለበት፡ ከእርሱ፡ የተጻፈውም፡ ትንሽ፡ ነው። ምልክቱም፡ መግ፡ ይላል። ይኸውም፡ አራተኛው፡ የነገሥታት፡ ሕግ፡ ማለት፡ ነው። የሚበዛው፡ የሕግ፡ መጻሕፍት፡ የእንዲሁ፡ ቊ፡ ከሁለተኛው፡ ጋር፡ ይለያያል።

እስቀድመን፡ ከተናገርናቸው፡ ሕጎችና፡ መጻሕፍት፡ በቀር፡ ሌላ፡ የለም፡ ይኸውም፡ ሰባኪው፡ ድዮናስዮስ፡ ከተናገረው፡ በቀር፡ ነው። ምልክቱም፡ ድ፡ ይላል። የጎርጎርዮስም፡ ምልክቱ፡ ግር፡ ይላል። የዮሐ

መቅደም

መቅደም

ሐ = ወለከርሰቶዶሎስ : ዘውእቱ : ገብረ : ከርሰቶስ : እም
ሊቃነ : ጳጳላት : ዘእለ : እስከንድርያ : ትእምርቱ : ክር
ሰጣ = ወለጢሞቴዎስ : ትእምርቱ : ጢሞ =

ወተሉ : ዘተነግረ : እምቀኖናት : እንዘ : ይፈልጦ :
ለካልኦ : ይመውዕዎ : እለ : ይበዝኑ = ወእለ : ዘልማድ :
ዘይደሉ : ለጊዜ : ዘይሰነዐው : ወየኅብር : ምስለ : ልብ =
ዝንቱስ : ቃል : ይከውን : እምቃለ : ፍካሬ = ወግድፈተ :
ቃልስ : ይከውን : እምኢተጠናቅቆ = ወይደልዎ : ለዘያ
ኑብብ : በእዝልፎ : ከመ : ያርትዕ : እምዘተግህደ : በኅ
ቤሁ =

ተፈጸመ : መቅደም =

ንስ : አፈወርቅም : ምልክቱ : ሐ : ይላል = ከእስከንድ
ርያ : ሊቃነ : ጳጳላት : ወገን : የክርቶዶሎስ : ይኸውም :
የክርሰቶስ : እገልጋይ : ግለት : ነው = ምልክቱም : ክር
ሰጣ : ይላል = የጢሞቴዎስም : ምልክቱ : ጢሞ : ይላል =
ከቀኖናት : ውስጥ : የተነገረው : ሁሉ : ሌላውን :
ሲለውጠው : ሲገኝ : የሚበዙት : ያቸንፉታል = ከጊዜው
ጋር : የሚሰማሙና : ለልቡና : የሚመጥኑ : የሀገር : ልማ
ዶችም : ያቸንፉታል = ይኸውም : ቃል : ከትርጓሜ :
ቃል : የተገኘው : ነው = የቃል : ግድፈት : ግን : ካለመ
ጠንቀቅ : የተነሣ : ይሆናል : ዘወትር : ለሚያነብ : ሰው :
በእርሱ : ዘንድ : የተገለጠውን : ግቅናት : ይገባዋል =

መቅደሙ : ተፈጸመ =

ጉልጪ : አናቅጽ : ዘቀዳግዊ ።

የመጀመሪያው : አንቀጽ : ቍጥር ።

ወኮሉ : ዘቀዳግዊ : ይከውን : ጽወጀቱ : እንቀጽ : በእንተ : ካህናት : ወሕዝ : ቅኔ : ወስብሐት : ለእግዚአብሔር : ለዓለመ : ዓለም : እሚን ።

መጀመሪያው : ክፍል : ስለ : ካህናትና : ስለ : አገልግሎት : ሕጎች : የሚናገር : ጽጂ : እንቀጽ : ነው ። ለእግዚአብሔር : ምስጋና : ይግባው : ለዘላለሙ : እሚን ።

ክፍል ቀዳግዊ ።

መጀመሪያ : ክፍል ።

እንቀጽ : ቀዳግዊ : በእንተ : ቤተ : ክርስቲያን : ወበእንተ : ኮሎ : ዘይደሉ : ላቲ ።

እንቀጽ : ፩ : ስለ : ቤተ : ክርስቲያን : ለእርሷ : ስለሚገባው : ሁሉ ።

ጀ : በእንተ : ጥንተ : መጸሕፍት : ውኩፋት ።

እንቀጽ : ፪ : ሊቀበላቸው : ስለሚገቡ : ጥንታውያን : መጸሕፍት ።

፫ : በእንተ : ጥምቀተ : ክርስትና : ወእስ : ይበውኡ : ውስተ : ሃይማኖት ።

እንቀጽ : ፫ : ስለ : ክርስትና : ጥምቀትና : ወደ : ሃይማኖት : ስለሚገቡ : ስዎች ።

፬ : በእንተ : ሊቃነ : ጳጳሳት ።

እንቀጽ : ፬ : ስለ : ሊቃነ : ጳጳሳት ።

፭ : በእንተ : ኤጲስቆጶሳት ።

እንቀጽ : ፭ : ስለ : ኤጲስቆጶሳት ።

፮ : በእንተ : ቀሳውስት ።

እንቀጽ : ፮ : ስለ : ቀሳውስት ።

፯ : በእንተ : ዲያቆናት ።

እንቀጽ : ፯ : ስለ : ዲያቆናት ።

፰ : በእንተ : እለ : ተርፉ : ላእካነ : ቤተ : ክርስቲያን ።

እንቀጽ : ፰ : ስለቀሩት : የቤተ : ክርስቲያን : እገልጋዮች ።

፱ : በእንተ : ካህናት ።

እንቀጽ : ፱ : ስለ : ካህናት : ሁሉ ።

፲ : በእንተ : መነኩሳት : ወመነኩሳይያት ።

እንቀጽ : ፲ : ስለ : መነኩሳትና : ስለ : መነኩሳይያት ።

፲ወ፩ : በእንተ : ተግሣጽ : ወትእዛዘ : ሕዝብ ።

እንቀጽ : ፲፩ : ስለ : ሕዝብ : ትእዛዝና : ተግሣጽ ።

፲ወ፪ : በእንተ : ቅዳሴ ።

እንቀጽ : ፲፪ : ስለ : ቅዳሴ ።

፲ወ፫ : በእንተ : ቍጥር ።

እንቀጽ : ፲፫ : ስለ : ቍጥር ።

፲ወ፬ : በእንተ : ጸሎት ።

እንቀጽ : ፲፬ : ስለ : ጸሎት ።

፲ወ፭ : በእንተ : ጾም ።

እንቀጽ : ፲፭ : ስለ : ጾም ።

፲ወ፮ : በእንተ : ምጽዋት ።

እንቀጽ : ፲፮ : ስለ : ምጽዋት ።

፲ወ፯ : በእንተ : ዘይወየም : ለከፈለ : ምጽዋት ።

እንቀጽ : ፲፯ : ምጽዋትን : ለማደል : ስለሚሾም ።

፲ወ፰ : በእንተ : ዓሥራት : ወበኮራት : ወብጽዓታት : ወጉልታት ።

እንቀጽ : ፲፰ : ስለ : አሥራትና : ስለ : በኮራት : ስለ : በእለት : ስለ : ጉልቶች ።

፲ወ፱ : በእንተ : እሑዳት : ወበዓላት ።

እንቀጽ : ፲፱ : ስለ : እሑዶችና : ስለ : በዓላት ።

፳ : በእንተ : ሰማዕታት : ወተእማንያን : ወከሀድያን ።

እንቀጽ : ፳ : ስለ : ሰማዕታት : ስለ : እማንያንና : ስለ : ከሐድያን ።

፳ወ፩ : በእንተ : ድዉያን ።

እንቀጽ : ፳፩ : ስለ : ድዉያን ።

፳ወ፪ : በእንተ : ሙታን ።

እንቀጽ : ፳፪ : ስለ : ሙታን ።

ተፈጸመ : ክፍል : ቀዳግዊ ።

መጀመሪያው : ክፍል : ተፈጸመ ።

ጉልቁ : እናቅጽ : ዘጻግግዊ ።

ክፍል : ጻግግዊ : በእንተ : ግብራት : ዓላማውያት : ዘምግብና ።

ምግብናስ : ዘሰብእ : ባሕቲቱ : በሐሳብ : ሰብእና ሁ : ወግእዙ : ውእቱ : ዘከመ : መባልዕት : ወእልባሲ : ወአብያት : ወአውሰቦ : ወሕርመተ : ዕቁባት ።

ወምግብናስ : ዘበበሥርዓታ : ናሁ : እቅደምነ : መብዝህታ : በእንቀጽ : ተግሣዖም : ለሕዝባውያን : ከመ : ይንበር : ብእሲ : ምሰለ : ብእሲቱ : ወወልዱ : ወግብሩ : ወምግብናስ : ሀገራዊት : ዘከመ : ተናግዶ : ወተፋትሐ : ወኮነኔ : ፍትሕ : ዘበእንተ : አበሳት : ውእቱ : ወጉልቆመ : ጸወጧቱ : እንቀጽ : ለፍጻሜ : ሃወጿዱ : ሓንቀጽ ።

ጸወ፫ : በእንተ : መባልዕት : ወእልባሲ : ወአብያት : ወተግባራት ።

ጸወ፬ : በእንተ : ሕዬ : ወውሂበ : ንዋይ : ዘእቅሞ : ሰብሳብ : ወአውሰቦ ።

ጸወ፭ : በእንተ : ሕርመተ : ዕቁባት ።

ጸወ፮ : በእንተ : ሀብት ።

ጸወ፯ : በእንተ : ልቃሕ : ወተሐብዮ : ወአጎዝ : ወአመግቦ ።

ጸወ፰ : በእንተ : ሕሰት : ከመ : ልብስ : ወእንሰሳ : ወካልአኒሆመ ።

ጸወ፱ : በእንተ : ምዕቅብና : ንዋይ : ወዘይመሰሎ ።

፴ : በእንተ : ምግብና ።

፴ወ፩ : በእንተ : ግብርናት : ወግእዛን : ወእግእዙ : ገብር።

፴ወ፪ : በእንተ : ሐፃኒ : ዘከመ : ሕቅፈተ : ሕፃን : በኮሉ : ግብሩ ።

፴ወ፫ : በእንተ : ሄጥ : ወተሳይጦ : ወመትሎሆመ ።

፴ወ፬ : በእንተ : ተሳትፎ : ንዋይ : ወዘይመሰሎ : ለዝንቱ : ግብር ።

፴ወ፭ : በእንተ : አገብሮ : ወመዓት ።

፴ወ፮ : በእንተ : ተዓለቦ : ቤት : ወውሂበ : ንዋይ : ለምድር : ዘከመ : ገመታ ።

፴ወ፯ : በእንተ : ሐኒጸ : ሕፃን : ወዘይተልዎ ።

፴ወ፰ : በእንተ : ልቃሕ ።

፴ወ፱ : በእንተ : ተአምኖ : ኃጣውእ ።

፵ : በእንተ : ረኪብ : ዘተግድፈ : እምእንሰሳ : ወዘይመሰሎ ።

የሁለተኛው : እንቀጽ : ቀጥር ።

ሁለተኛው : ክፍል : ዓለማውያን : ስለሆኑ : የእስተዳደር : ሥርዓቶች ።

የእስተዳደር : ሹመት : ግን : እካለ : መጠን : ያደረሰና : ጠባዩ : ያማረ : እንደ : መሆኑ : መጠን : የሰው : ብቻ : ነው ። ይኸውም : እንደ : መብል : እንደ : ልብስ : እንደ : ቤት : እንደ : ጋብቻ : ያለውና : ከዕቁባት : እንደ : መክልክል : ያለውን : ነው ። በየሥርዓቷ : የሆነውን : እስተዳደር : ግን : እብዛኛዋን : እነሆ : በሕዝባውያን : ተግሣጽ : እንቀጽ : አስቀደምነ ። ወንድ : ከሚስቱና : ከልጁ : ከሎሌውም : ጋር : ይኖር : ዘንድ ። ሀገራዊት : እስተዳደር : ግን : እንደ : ንግድ : እንደ : ፍትሐ : ብሔር : እንደ : ወንጀል : ፍርድ : ያለው : ነው ። ቀጥራቸውም : ጸ፱ : እንቀጽ : ነው ። በመጨረሻም : ድምሩ : ፶፩ : እንቀጽ : ነው ።

እንቀጽ : ፳፫ : ስለ : መብል : ስለ : ልብስ : ስለ : ቤትና : ስለ : ተግባረ : እድ ።

እንቀጽ : ፳፬ : ስለ : ማጨት : ጋብቻን : ለማጽናት : ገንዘብ : ስለመስጠትና : ስለ : ጋብቻ ።

እንቀጽ : ፳፭ : ከዕቁባት : ስለ : መክልክል ።

እንቀጽ : ፳፮ : ስለ : ስጦታ ።

እንቀጽ : ፳፯ : ስለ : ብድር : ስለ : ዋስትና : ስለ : መያዣ ለእስተዳዳሪነት : ስለመሾም ።

እንቀጽ : ፳፰ : እንደ : ልብስና : እንደ : እንሰሳ : ያሉትንና : ሌሎችንም : ስለ : መዋስ ።

እንቀጽ : ፳፱ : ገንዘብን : በአደራ : ስለማስጠበቅና : ስለሚመሰለውም ።

እንቀጽ : ፴ : በእስተዳዳሪነት : ስለመሾም ።

እንቀጽ : ፴፩ : ስለ : ባርነት : ስለ : ነፃነት : ባሪያንም : ነፃ : ስለ : ማውጣት ።

እንቀጽ : ፴፪ : ስለ : ሞግዚት : ሕፃንን : በሥራው : ሁሉ : እንደ : መከባከብ ።

እንቀጽ : ፴፫ : ስለ : መሸጥና : ስለመግዛት : እንርሱንም ስለሚከተለው ።

እንቀጽ : ፴፬ : ስለ : ሽርክና : ይህንንም : ሥራ : ስለሚመሰለው ።

እንቀጽ : ፴፭ : ስለ : ማሰገደድና : ስለቀጣ ።

እንቀጽ : ፴፮ : ቤትን : ስለ : ማከራየት : እንደ : ግምታ : ስለ : ምድር : ገንዘብን : ስለመስጠት ።

እንቀጽ : ፴፯ : ስለ : ቤት : ሥራና : ስለሚመሰለውም ።

እንቀጽ : ፴፰ : ስለ : ብድር ።

እንቀጽ : ፴፱ : ኃጢአትን : ስለ : ማመን ።

እንቀጽ : ፵ : ከእንሰሳው : ወገን : የጠፋውን : ስለማግኘትና : ስለሚመሰለውም ።

ኑልቂ : አናቅጽ : ዘዳግግዊ ።

የሁለተኛው : አንቀጽ : ቍጥር ።

ሳዊ፩ : በእንተ : ጽሒፈ : ትእዛዝ : በንዋይ ።

አንቀጽ : ሳ፩ : በገንዘብ : ላይ : ለማዘዝ : ኑዛይ : ስለ : መጻፍ ።

ሳዊ፪ : በእንተ : ርስት ።

አንቀጽ : ሳ፪ : ስለ : ርስት ።

ሳዊ፫ : በእንተ : ፈታሒ : ወዘም ስሌሁ ።

አንቀጽ : ሳ፫ : ስለ : ዳኛና : ስለ : ረዳቶች ።

ሳዊ፬ : በእንተ : ነገሥት ።

አንቀጽ : ሳ፬ : ስለ : ነገሥታት ።

ሳዊ፭ : በእንተ : ብሉይ : ወሐዲስ ።

አንቀጽ : ሳ፭ : ስለ : ብሉይና : ስለ : ሐዲስ ።

ሳዊ፮ : በእንተ : ኰነኔ : ከሐድያን ።

አንቀጽ : ሳ፮ : ስለ : ከሀድያን : ቅጣት ።

ሳዊ፯ : በእንተ : ቀታልያን ።

አንቀጽ : ሳ፯ : ስለ : ነፍሰ : ገዳዮች ።

ሳዊ፰ : በእንተ : ተግጣፀ : ዝሙት ።

አንቀጽ : ሳ፰ : ስለ : ዝሙቱ : ቅጣት ።

ሳዊ፱ : በእንተ : ኰነኔ : ስረቅት ።

አንቀጽ : ሳ፱ : ስለ : ሌቦች : ቅጣት ።

ሳ : በእንተ : ኑልቂ : ኃጣውእ ።

አንቀጽ : ሳ : ስለ : ኃጣውእ : ቍጥር ።

ሳዊ፲ : በእንተ : ዘዘዘአሁ : ኑልቂ : ምግባራት ።

አንቀጽ : ሳ፲ : ስለ : ልዩ : ልዩ : ሥራዎች : ቍጥር ።

ተፈጸመ : አንቀጽ : ሳዊ፲፭ ።

የሳ፲፭ : አንቀጽ : እርእስት : ተፈጸመ ።



በሰመ : እግዚአብሔር : ዋሕድ : በመለኮት :
ዘይሜለስ : በአካላት : ወኩነታት :

በመለኮት : አንድ : በአካላትና : በሁኔታዎች :
፫ : በሆነ : በእግዚአብሔር : ስም ።

አንቀጽ ቀዳማዊ

አንቀጽ: ፩ ።

በእንተ : ቤተ : ክርስቲያን
ወዘይደሉ : ላቲ ።

ስለ : ቤተ : ክርስቲያንና :
ለእርስዋ : ስለሚገባው ።

፩ ጅ : ቤተ : ክርስቲያን ስ : ቤተ : ጸሎት : ይእቲ :

፩ ጅ : ቤተ : ክርስቲያን : ግን : የጸሎት : ቤት :
ናት ። (ማቴ : ፳፩ : ፲፫ ። ማር : ፲፩ : ፲፯) ።

፪ በስ : ገወፀ : ወኢይሕንድ : ቤተ : ክርስቲያን :
ዘእንበለ : በትእዛዝ : ኤጲስቆጶስ : ወለእመ :
ተህበለ : ፩ዱሂ : ወገብረ : ካልእ : እምዝንቲ :
ኢይቅረብ : ቍርባን : በውስቴታ : እስከ : ለዓ
ለም : ወለእመ : ተህበለ : ካህን : ዘንተ : ወቀረብ
በውስቴታ : ቍርባን : ይትመተር ።

፪ በስ : ገፀ ። ያለ : ኤጲስቆጶስ : ትእዛዝ : ቤተ :
ክርስቲያንን : አይሥሩ ። አንድ : ሰው : ስንኳ :
ደፍር : ከዚህ : ውጪ : ቢሠራ : በውስጥዋ :
እስከ : ዘላለም : ቍርባን : አይቅረብ ። ቁሱም :
ይህን : ተላልፎ : በውስጥዋ : ቍርባንን : ቢቈ
ርብ : ይሻር ።

፫ ወከዊን : ሕንፃሃ : ለቤተ : ክርስቲያን : ወሥር
ዓታ : ህሎ : በውስተ : ክፍል : ዘ፲ወፎቲ :
ወበጃ : እምዲድስቅልያ ። ወትኩን : ብርሀተ :
በብዙሃ : መኃትው : በእምሳለ : ሰማይ : ወፈድ
ፋደስ : ጊዜ : ያነብቡ : ክፍላተ : መጻሕፍት :
ቅዱሳት : ዘውእቶሙ : ጳውሎስ : ወሐዋርያ :
ወግብር : ወወንጌል : መንግሥትስ : ትኩን :
ብርሀተ : ጥቀ ።

፫ የቤተ : ክርስቲያን : አሠራር : ሁኔታና : ሥር
ዓትዋ : በዲድስቅልያ : በ፲፭ኛውና : በጃኛው :
ክፍል : ይገኛል ። በሰማይ : እምሳለ : በብዙ :
መብራቶች : የበራች : ትሁን ። ያልቀንም :
የቅዱሳት : መጻሕፍትን : ክፍሎች : በሚያነ
ቡብት : ጊዜ : እነርሱም : ጳውሎስና : ሐዋርያ :
የሐዋርያት : ሥራ : ናቸው : ወንጌል : መንግ
ሥት : በሚያነቡበት : ጊዜ : ግን : በጣም : የበ
ራች : ትሁን ።

፬ ጴጥ : ወያጎትዉ : በሰምዕ : ወቀንዲል : ጊዜ :
ይቋድስ : ኤጲስቆጶስ : ታቦታተ : ምሥዋዕ :
ወየህልዉ : ምሰሌሁ : ጊዜ : ቅዳሴሃ : ፯ቲ :
ቀሳውስት : ወያጎትም : ኪያሃ : በሚሮን : ዘው
እቲ : ቅብፀ : ትፍሥሕት : እስመ : ማጎተመ :
እግዚአብሔር : ውእቲ : ይደሉ : ከመ : ይቀ
ድሱ : በውስቴታ ።

፬ ጴጥ : ኤጲስቆጶስ : የመሠውያውን : ታቦት :
በሚባርክበት : ጊዜ : ዘሰምና : በዘይት :
ያብሩ ። በምትባርክበትም : ጊዜ : ከእርሱ :
ጋር : ስባት : ቀሳውስት : ይነሩ ። የደስታ :
ቅባት : በሆነ : በሚሮን : ይቅባው : የእግዚአብ
ሔር : ማጎተም : ነውና ። በውስጥዋም : ይቀ
ድሱ : ዘንድ : ይገባል ።

፭ ወያንብቡ : ዲበ : ምሥዋዕ : ወንጌል : ዮሐንስ :
እምላካዊ : ወኢይቀደሱ : በላዕሊሁ : ቀዳሚ :
ዘእንበለ : ይትጋብእ : ቀሳውስት : ወሊቆሙ :
ወኩሎሙ : ዲያቆናት : ከመ : ይኩን : ዝንቲ :
ክብረ : ወፍሥሐ ።

፭ በመሠውያው : (በመንበሩ) ላይ : እምላካዊ :
የሆነ : የዮሐንስ : ወንጌልን : ያንብቡ ። ቀሳው
ስትና : አስቃቸው : ዲያቆናቱም : ሁሉ : ሳይሰ
በሰቡ : እስቀድመው : በላይ : እይቀድሱ : ይህ :
ደስታና : ክብር : ይሆን : ዘንድ ።

፮ ወለእመ : ተስብረ : ምሥዋዕ : አው : ፈለስ :
ይቀድሱ : ዳግመ : ወይኩን : ታቦት : በዘይፈ
ልስ : እመካን : ውስተ : መካን : ከመ : እብን :
ደቂቀ : እሰራኤል : ዘፈለስ : እመካን : ውስተ :

፮ መሠውያው : በሰበር : ወይም : በፈልስ :
(በሚረክ) : ዳግመኛ : ይቀድሱት : ታቦቲ :
ከቦታ : ወደ : ቦታ : ይዛወር : እንደነበረው :
እንደ : ጳኤል : ልጆች : ታቦት : ከቦታ : ወደ :

መካን ።

፯ በሰ፡ ፶ወ፩፣ በደስ፡ ጽወ፱፣ ወመራተ፡ ምሥዋ ፊ፣ ዘይኩስትርዎ፡ እምኔሁ፡ ይግድፍዎ፡ ውስተ፡ ባሕር፡ ዘይውጎዝ፤

፰ ረሰጣ፡ ጽወ፰፣ ወኩሉ፡ ዘኮነ፡ እምቤተ፡ ክርስቲያን፡ እምንዋይ፡ ዘተቀደስ፡ እመኒ፡ ንዋየ፡ ወርቅ፣ ወብሩር፡ ኢይደልዎ፡ ለብእሲ፡ ከመ፡ ይትገበር፡ ቦሙ፡ ውስተ፡ ቤቱ፡ እስመ፡ ዝንቱ፡ ዐሊወ፡ ሕግ፡ ውእቱ፡ ወለእመ፡ ገብረ፡ ዘንተ፡ ይሰደድ፡ እምድገረ፡ ተኩንን፡ እምቤተ ክርስቲያን ።

፱ ረሰጣ፡ ጽወ፱፣ ወዘውፀእን፡ እምሃይማኖት፡ ዳግመ፡ ሰእመ፡ ጸንዑ፡ ዲበ፡ ምእመናን፡ ወከልእዎሙ፡ እምሐዊር፡ ጎበ፡ ቤተ፡ ክርስቲያን፡ ይቀድስ፡ ኤጲስቆስ፡ ውስተ፡ ቤቱ፡ ወሰእመስ፡ ኢተክህለ፡ ዝንቱ፡ ከመ፡ ይትጋብኡ፡ በበይናቲሆሙ፡ ውስተ፡ ፩ዱ፡ ቤት፡ እው፡ ውስተ፡ ቤተ፡ ክርስቲያን፡ ይዘምር፡ ኩሉ፡ ለሰፊዱ፡ በጎበ፡ ሳለወ፡ ውእቱ፡ ባሕርቱ፡ ወያንብብ፡ ወይጸሊ ።

፲ ዶቅ፡ ፶ወ፰፣ ወኢያዕርጉ፡ ቊርባነ፡ ውስተ፡ አብያቲሆሙ፡ ለኤጲስቆስ፡ ወኢጎበ፡ ፩ሂ፡ እምቤተ፡ ምእመናን፡ ዘእንበለ፡ ጎበ፡ ቤተ፡ ክርስቲያን፡ ዘተቀደስት፡ ግንር፡ ፯፡ ወእመቦ፡ ዘተዐደወ፡ ላዕስ፡ ቤተ፡ ክርስቲያን፡ ወገብረ፡ ውስተ፡ ቤቱ፡ ግብረ፡ ቤተ፡ ክርስቲያን፡ እንተ፡ ኢትትገበር፡ ዘእንበለ፡ በጎቤሃ፡ ውጉዝ፡ ለይኩን ።

፲፩ በደስ፡ ዘጽወ፱፣ ወኢይንበር፡ ፩ሂ፡ ውስተ፡ መካን፡ ምሥዋዕ፡ ዘእንበለ፡ ለጸሎት፡ ባሕርቲታ፡ ወሰሰጊድ፡ በቅድመ፡ ምሥዋዕ ። ዘ፲ወ፱፣ ወኢይደልዎ፡ ለአሐዱሂ፡ እምእመናን፡ ለእመ፡ ኢኮነ፡ ካህነ፡ ከመ፡ ይባእ፡ ጎበ፡ ምሥዋዕ፡ ከመ፡ ይትመጠው፡ ቊርባነ ።

፲፪ ዶቅ፡ ዘጽወ፰፣ ኢይደሉ፡ ከመ፡ ይጸውዑ፡ ለረፈቅ፣ ወለምሳሕ፡ ውስተ፡ አብያተ፡ እግዚእብሔር፡ ወታቦታቲሁ፡ ቅዱሳት፡ ቆሮንቶስ፡ ዘ፲ወ፱፣ ወኢታስተሐቅሩ፡ ቤተ፡ ክርስቲያን፡ ለእግዚእብሔር፡ ወኢታስተጎፍርዎሙ፡ ለእለ፡ እልቦሙ፡ ምንትኒ፡ እመብልዕ፡ ወስቱ፡ በበሊዎትክሙ፡ ወስትፍትክሙ፡ በውስተ፡ ቤተ፡

ቦታ፡ የሚዘዋወር፡ ይሁን ።

፯ በሰ፡ ፶፮ ። በደስ፡ ጽ፱ ። ከእርሱ፡ የሚጠርጉትን፡ የመሠውያውን፡ እመድ፡ በፈሳሽ፡ ባሕር፡ ውስጥ፡ ይጣሉት ።

፰ ረሰጣ፡ ጽ፰ ። ከቤተ፡ ክርስቲያን፡ ከተባረክ፡ ዕቃ፡ ወገን፡ የሆነውን፡ ሁሉ፡ የወርቅና፡ የብር፡ ዕቃም፡ ቢሆን፡ ሰው፡ በቤቱ፡ ውስጥ፡ ሊሠራባቸው፡ እይገባውም ። ይህ፡ ሕግን፡ ማፍረስ፡ ነውና ። ይህን፡ ያደረገ፡ እንደሆነም፡ ከተፈረደበት፡ በኋላ፡ ከቤተ፡ ክርስቲያን፡ ይለይ ።

፱ ረሰጣ፡ ጽ፱፣ ከሃይማኖት፡ የወጡ፡ ሰዎች፡ ዳግመኛም፡ በምእመናን፡ ላይ፡ ቢነሣሡባቸው፡ ወደ፡ ቤተ፡ ክርስቲያንም፡ ከመሄድ፡ ቢከለክሏቸው፡ ኤጲስቆስ፡ በቤቱ፡ ይቀድስ ። በእንድ፡ ቤት፡ ወይም፡ በቤተ፡ ክርስቲያን፡ ይሰበስቡ፡ ዘንድ፡ ባይቻል፡ ግን፡ እያንዳንዱ፡ ብቻውን፡ በያለበት፡ ቦታ፡ ያመስግን፡ ያንብብ፡ ይጸልይ ።

፲ ዶቅ፡ ፶፰፣ በተቀደሰች፡ ቤተ፡ ክርስቲያን፡ ውስጥ፡ ካልሆነ፡ በቀር፡ በኤጲስቆስ፡ ቤት፡ ወይም፡ በምእመናን፡ በ፩ዱ፡ ቤት፡ ቊርባነን፡ አያሳርጉ ። ግንር፡ ፯፡ በቤተ፡ ክርስቲያን፡ ላይ፡ የተደፋፈረና፡ በእርስዋ፡ ዘንድ፡ ካልሆነ፡ በቀር፡ ሊደረግ፡ የማይገባውን፡ የቤተ፡ ክርስቲያንን፡ ሥራ፡ የሠራ፡ ሰው፡ ቢኖር፡ የተወገዘ፡ (የተሰየ) ይሁን ።

፲፩ በደስ፡ ጽ፱፣ እንድ፡ ሰው፡ ስንኳ፡ በመሠውያው፡ ቦታ፡ ውስጥ፡ ለጸሎትና፡ በመሠውያው፡ ፊት፡ ለመስገድ፡ ብቻ፡ ካልሆነ፡ በቀር፡ አይቀመጥ ። ፲፱፣ ከምእመናንም፡ ወገን፡ ለእንዱ፡ እንኳ፡ ካህን፡ ካልሆነ፡ በቀር፡ ወደ፡ መሠውያው፡ (መቅደስ) ሊገባና፡ ቊርባነን፡ ሊቀበል፡ አይገባውም ።

፲፪ ዶቅ፡ ጽ፰፣ በቤተ፡ እግዚእብሔር፡ ውስጥና፡ በተቀደሱት፡ ታቦቶች፡ አጠገብ፡ ግብዣ፡ ስማድረግ፡ መጥራት፡ አይገባም ። ቆሮንቶስ፡ ፲፪፣ (፩ቆሮ፡ ፲፩፣ ጽ-ጳ፪) ። የእግዚእብሔርን፡ ቤተ፡ ክርስቲያን፡ አታቃሉ፡ አንዱ፡ የተራብ፡ ሌላውም የሰከረ፡ ሲሆን፡ በቤተ፡ ክርስቲያን፡ ውስጥ፡ በመብላታችሁና፡ በመጠጣታችሁ፡ ከመብልና፡ ከመ

አንቀጽ : ፪ =

ክርስቲያን : እንዘ : እሐዱ : ርኅብ : ወካልኦ : ስኩር =

፲፫ ዶቅ : ዘግወፅ : አይደልምን : ለአንስት : በዋእ : ጎበ : ቤተ : መቅደስ : ወኢዶጸልያ : ውስቴቱ :

፲፬ ጅ : ወኢዶክውኖሙ : ለሠየጥ : ወለመጠል ሳን : ተግዶጦ : በውስተ : ቤተ : ክርስቲያን :

፲፭ ድስቅ : ዘ፲ወ፪ : ይዕቀብዎሙ : ስእናቅጸ : ቤተ : ክርስቲያን : ከመ : ኢዶባኦ : ጎቤሃ : እደው :

፲፮ እለ : አኮኑ : ምእመናን : አው : ምእመናን : ውጉዛን : እምሱታፌ : ምሥጢር : ቅድስት :

ሰለ : ፹፩ : መጻሕፍት :

ጠዋ : ወገን : ምንም : የሌላቸውን : አታሳፍሩ ዋቸው =

፲፫ ዶቅ : ግፅ : ሴቶች : ከመቅደስ : ውስጥ : ገብተው : መጸለይ : እይገባቸውም = ጅ = ለሻጮችና : ለለዋጮችም : በቤተ : ክርስቲያን :

፲፬ ውስጥ : መገበያየት : እይገባቸውም =

፲፭ ድስቅ : ፲፪ = ምእመናን : ያልሆኑ : ሰዎች : ወይም : ሥጋውንና : ደሙን : ከመቀበል : የተ

፲፮ ወገዙ : ምእመናን : ወደ : እርሰዋ : እንዳይገቡ : የቤተ : ክርስቲያንን : በሮች : ይጠብቋቸው =

አንቀጽ : ዳግም :

በእንተ : መጻሕፍት : አምላካውያት : ዘእዞዝ : ተወክሮቶን : ጎዘ : ቤተ : ክርስቲያን : ቅድስት : ዘኅይልቆሙ : ፹ወ፩ =

፲፮ ረሰጣ : ፸ወ፩ : ረሰጠብ : ፶ወ፮ : መጻሕፍት : እንተ : ተወክሮዎን : ምእመናን : ውስተ :

፲፯ ቤተ : ክርስቲያን : መጻሕፍተ : ብሉይ : ኦሪት : ሩቱ : ብሔር = መጽሐፈ : ኢያሱ : ወልደ : ነዌ :

፲፰ ፩ = መጽሐፈ : መሳፍንት : ፩ = መጽሐፈ : ሩት : ፩ = መጽሐፈ : ዮዲት : ፩ = መጽሐፈ : ነገሥት :

፲፱ አርባዕቱ : ቀዳማዊ : ወዳግማዊ : ፩ : መጽሐፍ : ሣልስ : ወራብዕ : ፩ : መጽሐፍ : ወ፪ : ሕዑዓን = ፪ : መጻሕፍት : ዘእዝራ : ጸሐፊ : አስቲር : ፩ : መጽሐፍ : ሙባያ : ፩ : መጽሐፍ :

፳ ነገረ : መቃብያን : ፪ : መጻሕፍት : አሦብ : ፩ : መጽሐፍ : መዝሙር : ዳዊት : ፩ዱ : መጽሐፍ :

፳፩ ጥበበ : ሰሎሞን : ሩቱ : መጻሕፍት : ምሳሌ : ያት : ቆሐልት : መኃልየ : መኃልይ : ጥበብ :

፳፪ ጥበበ : በጎር =

፳፫ መጻሕፍተ : ነቢያት : ፲ወ፮ቱ : ዐበያትስ : ፬ቱ : ወእመንቱ : አሳይያስ : ወኤርምያስ : ወሕዝቅኤል :

፳፬ ወዳንኤል : ንኡሳንሂ : ፲ወ፪ቱ : ሆሴዕ : አሞጽ : ሚክያስ : ኢዮኤል : አብድዬ : ዮናስ :

፳፭ ናዞም : እንባቆም : ሶፎንያስ : ሐኒ : ዘካርያስ : ሚልክያስ =

፳፮ ወውፁእ : እምእሉ : ጥበበ : ኢያሱ : ወልደ : ሰራክ : ለትምህርተ : ሕዋናት : ወካዕበ :

፳፯ መጽሐፈ : ዮሴፍ : ወልደ : ኮርዮን : ወውእቲ : መጽሐፈ : መቃብያን =

አንቀጽ ፪ =

በቅድስት : ቤተ : ክርስቲያን : ሊተበሏቸው : የታዘዙ : ቊጥራቸው : ፹፩ : የሆነ : ሰለ : አምላካውያት : መጻሕፍት =

፲፮ ረሰጣ : ፹፩ : ረሰጠብ : ፶፮ : ምእመናን : በቤተ : ክርስቲያን : የተቀበሏቸው : መጻሕፍት :

፲፯ ሩቱ : ብሔረ : አራት : የነዌ : ልጅ : የኢያሱ : መጽሐፍ : ፩ : የመሳፍንት : መጽሐፍ :

፲፰ ፩ : የሩት : መጽሐፍ : ፩ : የዮዲት : መጽሐፍ : ፩ : የነገሥት : መጽሐፍ : መጀመሪያውና : ፀለተኛው :

፲፱ ፩ : መጽሐፍ : ሦስተኛውና : አራተኛው : ፩ : መጽሐፍ : ፀለቱ : ሕዑዓን : የጸሐፊው :

፳ የዕዝራ : ፪ቱ : መጻሕፍት : እስቴር : ፩ : መጽሐፍ : ጠቢያ : ፩ : መጽሐፍ : መቃብያን : ፪ :

፳፩ መጻሕፍት : አሦብ : ፩ : መጽሐፍ : የዳዊት : መዝሙር : ፩ : መጽሐፍ : የሰሎሞን : ጥበብ :

፳፪ ፮ : መጻሕፍት : ምሳሌ : ቆሐልት : መኃልየ : መኃልይ : ጥበብ : የባጎር : ጥበብ =

፳፫ የነቢያት : መጻሕፍት : ፲፮ : ታላላቆቹ : አራት : አነዚዞም : አሳይያስ : ኤርምያስ : ሕዝቅኤል :

፳፬ ዳንኤል : ናቸው = ታናናሾቹም : ዓሥራ : ሁለት : እነዚህም : ሆሴዕ : አሞጽ : ሚክያስ :

፳፭ አይኤል : አብድዬ : ዮናስ : ናዞም : እንባቆም : ሶፎንያስ : ሐኒ : ዘካርያስ : ሚልክያስ : ናቸው =

፳፮ የሲራክ : ልጅ : የኢያሱ : ጥበብ : ለሕፃናት : ትምህርት : ከእሊህ : የተውጣጣ : ነው = ዳግ

፳፯ መኛም : የኮርዮን : ልጅ : የዮሴፍ : መጽሐፍ : (ዘና : እይሁድ :) እለ : እርሰም : የመቃብያን :

፳፰ መጽሐፍ : ነው =

፲፮ መጻሕፍተ : ሐዲስ : ፬ቱ : ወንጌላውያን : ሰባክ
ያን : ማቴዎስ : ወግርቆስ : ሉቃስ : ወዮሐ
ንስ ። ፩ዱ : መጽሐፈ : አብርክሲስ : መጽሐፈ :
ሐዋርያት : ፯ቱ : መልእክታት : ወእምኔሆሙ :
ዘጴጥሮስ : ፪ቱ : ወዘዮሐንስ : ወንጌላዊ : ፫ቱ :
መልእክታት ። መልእክተ : ያዕቆብ : ፩ዱ ።
መልእክተ : ያሁዳ : ፩ዱ ። መጽሐፈ : ጳው
ሎስ : ፲ወ፬ቱ : መልእክታት ። መጽሐፈ : አቡ
ቀሰምሲስ : ዘዮሐንስ : ወንጌላዊ : ፩ዱ ።

፲፱ እሎንኬ : ሕገጋት : እንተ : አዘዘናክሙ : ባተ።
ረሰጣ : ፶ወ፭ : ረሰጠብ : ፵ወ፩ ። እመቦ : ብእሲ
ዘነሥአ : እመጻሕፍተ : ሐሰት : እንተ : እንበ
ርዋ : ክሐድያን : ወአብእ : ውስተ : ቤተ : ክር
ስቲያን : እግዚአብሔር : ቅዱስ : ከመ : ይእቲ :
መጽሐፈ : እግዚአብሔር : ንጽሕት : በእንተ :
ሙስና : ሕዝብ : ይሰደድ ።

፲፰ የሐዲስ : መጻሕፍት : ፬ቱ : ወንጌሎች : ሰባክ
ያን : የሆኑ : ማቴዎስ : ግርቆስ : ሉቃስና :
ዮሐንስ : የሐዋርያት : ሥራ : ፩ : የሐዋርያት :
መጽሐፍ : ፯ : መልእክታት : ከእነርሱም : የጴ
ጥሮስ : ፪ : የወንጌላዊ : ዮሐንስ : ፫ መልእክ
ታት : የያዕቆብ : መልእክት : ፩ : የይሁዳ :
መልእክት : ፩ : የጳውሎስ : መጽሐፍ : ፲፬ :
መልእክታት : የወንጌላዊው : የዮሐንስ :
ራእይ : ፩ : መጽሐፍ ።

፲፱ እንድትጸነባቸው : ያዘዘናችሁ : መጻሕፍት :
እነዚህ : ናቸው ። ረሰጣ : ፶፭ ። ረሰጠብ : ፵፩ ።
ክሐድያን : ክእስቀመጧቸው : የሐሰት : መጻ
ፍት : የወሰደና : ንጽሕት : የሆነች : የእግዚአ
ሔር : መጽሐፍ : እንደሆነች : እድርጎ : ሕዝ
ብን : ለማሳሳት : ወደ : ቅዱስ : እግዚአብሔር :
ቤተ : ክርስቲያን : ያገባ : ሰው : ቢኖር : ይለይ።

አንቀጽ : ሣልስ :

አንቀጽ ሦስት ።

በእንተ : ጥምቀት : ወእለ : ይበውኡ :
ገበ : አሚን :

በስ : ጥምቀትና : ወደ : ሃይማኖት : ስለ
ሚገቡ : ሰዎች ።

፳ ጥምቀትስ : ሥሩዕ : ላዕለ : እደው : ወእንስት :
ንኡሶሙ : ወዐቢዮሙ : በእንተ : ዘይቤ : እግዚ
እነ : ሎቱ : ስብሐት ። ፭ : “ዘኢተወልደ :
እማይ : ወእመንፈስ : ቅዱስ : ኢይሬእያ : ለመ
ንግሥተ : እግዚአብሔር ” ። ወበእንተ : ዘይቤ
ሎሙ : ለአርዳኢሁ : “ሑሩ : ወመሀሩ : ዡሎ :
አሕዛበ : ወአጥምቅዎሙ : በስመ : እብ : ወወ
ልድ : ወመንፈስ : ቅዱስ ” ። ወቀኖናት : ሥሩ
ዓት : በእንተ : ዝንቱ ።

፳ ጥምቀትስ : ለወንዶችም : ለሴቶችም : ለትል
ቆችም : ለትንሾችም : የታዘዘ : ነው ። ፭ :
ክብር : ምስጋና : ይግባውና : ጌታችን : በወ
ንጌል : ከውሀና : ከመንፈስ : ቅዱስ : ያልተወ
ለደ : የእግዚአብሔርን : መንግሥት : አያያ
ትም : ስላለ ። (ዮሐ : ፫ : ፭) ። ለደቀመዛሙር
ቱም : ሂዱና : አሕዛብን : ሁሉ : አስተምሩ :
በአብ : በወልድ : በመንፈስ : ቅዱስም : ስም :
አጥምቋቸው : ስላላቸው ። (ማቴ : ፳፮ : ፲፱) ።
በነዚህም : ሥርዓቶች : ተወርተዋል ።

፳፩ ድስቅ : ፳ወ፩ : ኢያጥምቅ : ዘእንበለ : ኤጲስ
ቆጶስ : አው : ቀሲስ : ወዲያቆናትስ : ይትለ
አኩ : ምስሌሆሙ ።

፳፩ ድስቅ : ፳፩ ። ከኤጲስቆጶስ : ወይም : ከቄስ :
በቀር : ማንም : አያጥምቅ ። ዲያቆናት : ግን :
ከእነርሱ : ጋር : ያገልግሉ ።

፳፪ ጴጥ : ፬ : ወኢይከውኖ : ለ፩ዱሂ : ከመ : ያጥ
ምቅ : በሕልያን : ወኢይሢጥ : ሀብተ : መን
ፈስ : ቅዱስ : በሤጥ ።

፳፪ ጴጥ : ፬ ። ማንም : ሰው : በጉቦ : ሊያጠምቅ :
አይገባውም ። የመንፈስ : ቅዱስንም : ሀብት :
በዋጋ : አይሸጥ ።

፳፫ ድስቅ : ፳ : ወእንስትኒ : ኢያጥምቃ : መንሂ ።

፳፫ ድስቅ : ፳ ። ሴቶች : ማንንም : አያጥምቁ ።

፳፬ ረሰጣ : ፵ወ፬ : ወለእመቦ : ብእሲ : ዘተወክፈ :
ጥምቀተ : እምዓላውያን : ኢኮነ : ውእቱ :
ምእመነ ።

፳፬ ረሰጣ : ፵፬ ። ከመናፍቃን : ጥምቀትን : የተቀ
በስ : ሰው : ቢኖር : እማኒ : አይደስም ።

፳፭ ድስቅ : ፵ወ፬ : ዘኒቅያ : ፳ወ፬ : ኢይትወክፉ :

፳፭ ድስቅ : ፵፬ ። ኒቅያ : ፳፬ ። ወንዶች : ሴቶችን :

እደው : እንስተ : ወኢእንስት : እደው : እላ :
ይትወክፉ : ተባዕት : ተባዕተ : ወእንስት : ይት
ወክፋ : እንስተ =

ጳ፮ ረስጠብ : ሳወፀ : ወይኩን : ጥምቀት : ውስተ :
ማይ : ውኒዝ : እው : በማይ : ዘይውኅዝ :
ኅበ : ምጥማቅ : ወለእመ : ኮነ : ህየ : ዓጸባ :
ይክዓዉ : ማየ : ዘረክቡ : ቀዲሐሙ : ኅበ : ምጥ
ማቅ =

ጳ፯ ድለቅ : ሳወፀ : ዘሮሚ : ፳ : ወተጠምቆትነሰ :
በማይ : ውእቱ : ተሳትፎትነ : በሞተ : ክርስ
ቶሰ : ወዕርገትነሂ : እምነ : ማይ : ውእቱ :
ካዕበ : አምሳለ : ተንሥኦትነ : ምሰሌሁ =

ጳ፰ በለ : የወኒ : ወለእመ : እተረክበ : ማይ : ዘይ
ውኅጥ : ርእሶ : ለዘይጠመቅ : ይንግእ : መጠነ :
፫ቱ : ሕፍን : እምነ : ማይ : ወይሕፅብ : ርእሶ :
በሰመ : ሥላሴ =

ጳ፱ ግር : ወለዘተክህሎ : ጥምቀት : በዕለተ :
በጽሐ : ጊዜሁ : ኅበ : ዝንቱ : ኅርየት : እያሰተ
ድኅሮ : እስክ : ጌሠም : ወኢይጽናሕ : በእንቲ
አሁ : ብጽሐተ : ወላድያን : ወኢፍቀራን : ወኢ
ያስተድኅር : በምክንያተ : ልብሰ : ዘይትሚካሕ
ቦቱ : ወኢይጽንሐ : ጥምቀተ : እስክ : ይመ
ጽእ : ሊቀ : ጳጳሳት : እው : ጳጳስ : እው :
ኤጲስቆጶስ : እው : ቀሲስ : ባሕቱ : ዘይደልዎ :
መባሕት : ለመልእክተ : ኅይለ : ጥምቀት :
እሰመ : ኅይለ : ጥምቀት : አሐቲ : ይእቲ : በዕ
ሪና = ወዘይትጋሠሥስ : በእንቲአሁ : ከመ :
ኢይኩን : ካህን : ዘያጠምቆ : ዘነኪር : እም
ቤተ : ክርስቲያን : ይቤ : በእንተ : ሐራ : ጥቃ :
ዘተግህደ : ዕልወቱ : ወኢይእበይ : ባዕል : ከመ
ኢይጠመቅ : ምሰለ : ነዳይ : ወእ : እግዚእ :
ከመ : ኢይጠመቅ : ምሰለ : ገብር =

፴ ረስጠብ : ሳወፀ : ወያዕርቅዎሙ : ወያቅድሙ :
እጥምቆ : ሕፃናት : ወዘክህሉ : ተናግሮ : በእ
ንተ : ነፍሶሙ : በባሕቲቶሙ : ይትናገሩ : ወለ
እመሰ : ኢክህሉ : ተናግሮ : ይትናገሩ : አበዊ
ሆሙ : ህየንቲሆሙ : ለለጆዱ : ጆዱ : እው :
እምእዝማዲሆሙ : ይትናገሩ : በእንቲአሆሙ :
ወድኅረ : ያጥምቅዎሙ : ለእደው : ዓበያን :
ወእምድኅሪሆሙ : ለእንስት : እንዘ : ይራትሐ :
ሥዕርተ : ርእሶን : ወኢያንብራ : እንስት : በእ
ደዊሆን : ሠርጎ : ወርቅ : እንተ : ላዕሌሆን :

ሴቶችም : ወንዶችን : ክርስትና : እያንሱ =
ወንዶች : ወንዶችን : ሴቶች : ሴቶችን : ያንሱ :
እንጂ =

ጳ፯ ረስጠብ : ሳወፀ : ጥምቀት : በወራጅ : ውህ :
ወይም : ወደ : ማጥመቂያው : በሚረሰ : ውህ :
ይሁን : በዚያ : የውህ : ችግር : ቢኖር : ያገኙ
ትን : ውህ : ቀድተው : ወደ : ማጥመቂያው :
ያፍሰሱ =

ጳ፯ ድለቅ : ሳወፀ : ሮሚ : ፳ : በውሀ : መጠመቃችን
በክርስቶስ : ሞት : አንድ : መሆናችን : ነው :
ከውሀውም : መውጣታችን : ሁለተኛ : ከእርሱ
ጋር : የመነገታችን : ምሳሌ : ነው : (ሮሚ : ፮ :
፫ - ፭ =)

ጳ፰ በለ : የኒ : የሚጠመቀውን : ሰው : ራስ : የሚ
ያጠልቅ : ውህ : ባይገኝ : እፍኝ : ያህል : ውህ :
ወስዶ : በሥላሴ : ስም : ራሱን : ያጥምቀው =

ጳ፱ ግር = ጊዜው : በደረሰ : ጊዜ : ለመጠመቅ :
የተቻለውን : ሰው : ለነገ : እያሳድረው = የወ
ላጆችን : ወይም : የወዳጆችን : መምጣት :
እይጠብቅ = በሚመካበትም : ልብሰ : ምክን
ያት : እያዘግየው = ሊቀ : ጳጳሳት : ወይም :
ጳጳስ : ኤጲስቆጶስ : ወይም : ቄስ : ሳይመጣ :
እናጠምቅም : እይበሉ = የማጥመቅ : ሥልጣን :
ያለው : ያጥምቀው : እንጂ = የጥምቀት : ሥል
ጣን : በትክክል : እንዲት : ናትና = ሰለ :
እርሱ : የሚረሰገውስ : የሚያጠምቀው : ካህን :
ክቤተ : ክርስቲያን : የተለየ : እንዳይሆን :
ነው : ከህደቱ : ስለታወቀው : ሰለ : ሐራ :
ጥቃ : እንዲህ : እለ = ባለጸጋ : ከድህ : ጋር :
እልጠመቅም : እይበል = ጌታም : ከባሪያ :
ጋር : እልጠመቅም : እይበል =

፴ ረስጠብ : ሳወፀ : ልብሳቸውን : እስወልቀው :
ሕፃናቱን : እስቀድመው : ያጥምቁቸው = እም
ነትን : ለመናገር : የቻሉት : ራሳቸው : ይና
ገሩ = ለመናገር : ካልቻሉ : ግን : ወላጆቻቸው :
ሰለ : እነርሱ : ለእያንዳንዳቸው : ይናገሩላ
ቸው = ወይም : ዘመዶቻቸው : ስለነርሱ : ይና
ገሩ = ከዚህ : በኋላ : ታላላቆቹን : ወንዶች :
ያጥምቁቸው = ከነርሱም : ቀጥሎ : የራሳቸ
ውን : ጠጉር : ፈትተው : ሴቶችን : ያጥምቁ
ቸው = ሴቶች : ሲጠመቁ : በእጃቸው : ላይ :

ያጠምቆ ።

፴፫

ቀጠግ ፡ ዘ፯ ፡ ወለፅኑሳት ፡ ኢይክልእዎን ፡ እም ተጠምቆ ፡ በአይኒ ፡ ጊዜ ፡ ዘፈቀዳ ፡ ወአልቦ ፡ ማእከለ ፡ ወላዲት ፡ ወወልዳ ፡ ተላትፎ ፡ በጥም ቀተ ፡ ክርስትና ። ዳእሙ ፡ ለኩሉ ፡ ሰብእ ፡ ይደ ልዎ ፡ ከመ ፡ ይክሥት ፡ አሚኖቶ ፡ በባሕቲቱ ።

፴፬

ሥርዋጽ ፡ ፪ቱ ፡ ወዘተረፈ ፡ እምቀኖናት ፡ ይነ ግር ፡ ከመ ፡ ለሕፃን ፡ ለእመ ፡ ይፈርሁ ፡ በእንቲ ካሁ ፡ ሞተ ፡ እምቅድመ ፡ ንጽሓ ፡ ለወላዲቱ ፡ እምደመ ፡ ሕርሳ ፡ ለያብእዎ ፡ ውስተ ፡ ቤተ ፡ ክርስቲያን ፡ ወያጥምቅዎ ፡ ምስለ ፡ ካልእታ ።

፴፭

ድስቅ ፡ ማወ፬ ፡ ወይቅብዓ ፡ ኤጲስቆጶስ ፡ ርእሳ ፡ ለብእሲት ፡ ወዘተርፈ ፡ አባላ ፡ ትቅብዓ ፡ ዲያቆና ዊት ። እሰመ ፡ ኢይደሉ ፡ ከመ ፡ ይነጽር ፡ ብእሲ ፡ ዕርቃን ፡ ብእሲት ፡ ወነዋ ፡ ተሠርዐ ፡ ዝንቱ ፡ ሕግ ፡ ውስተ ፡ ቤተ ፡ ክርስቲያን ፡ ቅብጣዊት ፡ በመጽሐፈ ፡ ጥምቀት ፡ እንተ ፡ ባሕቲቱ ፡ ዘእስ ተጋብእዎ ፡ እምቀኖናት ፡ ዘይነግር ፡ ክዋኔሃ ፡ ለጥምቀተ ፡ ክርስትና ። ወኩሎሙ ፡ ጸሎታተ ፡ እለ ፡ እሙራን ፡ ባቲ ፡ ወቦቱ ፡ ያጠምቅዎ ፡ ወይደሉ ፡ ከመ ፡ ይዕቀብዎ ፡ በዐቢይ ፡ ጥንቃቄ ።

፴፮

ረስጣ ፡ ማወ፫ ፡ ወለዘሂ ፡ ተደለወ ፡ ለተጠምቆ ፡ ይሕትቱ ፡ ግብሮ ።

፴፯

በደስ ፡ ፲፱ ፡ ከመ ፡ በዘመን ፡ ዘተገሠፁ ፡ ቦቱ ፡ ዘተደለዉ ፡ ለተጠምቆ ፡ ለይትጋሠሡ ፡ በእ ንተ ፡ ገድሎሙ ፡ እንዘ ፡ ይብሉ ፡ ፈጸሙኑ ፡ ኩሎ ፡ ሠናያተ ፡ ወለእመ ፡ ስምዐ ፡ ኮንዎሙ ፡ እለ ፡ እምጽእዎሙ ፡ ከመ ፡ እሙንቱ ፡ ገብሩ ፡ ዘንተ ፡ ያስምዕዎሙ ፡ ቃለ ፡ ወንጌል ፡ እምይ እቲ ፡ ዕለት ፡ ዘእምጽእዎሙ ፡ ባቲ ፡ ወለእመ ፡ በጽሐ ፡ ዕለት ፡ እንተ ፡ ባቲ ፡ ያጠምቅዎሙ ፡ ያምሕሎሙ ፡ ኤጲስቆጶስ ፡ ለኩሎሙ ፡ ለለ ፡ እሐዱ ፡ እለ ፡ ኮኑ ፡ ስምዐ ፡ በእንቲእሆሙ ፡ ከመ ፡ ያእምር ፡ እመ ፡ ንጹሐን ፡ እሙንቱ ። ወለ እመ ፡ ተረክበ ፡ አሐዱ ፡ ዘእኮነ ፡ ንጹሐ ፡ ይት ፈለጥ ፡ ወይትገገሥ ። እሰመ ፡ ኢሰምዐ ፡ ውእቱ ፡ ቃለ ፡ በአሚን ።

፴፫

ምቀውም ፡ ድረስ ፡ ቍርባንን ፡ እይስጡት ።
ቀጠግ ፡ ፮ ። የፀነሱትን ፡ ሴቶች ፡ በወደዱት ፡ በማናቸውም ፡ ጊዜ ፡ ከመጠመቅ ፡ እይክልክጋ ችው ። በእናትና ፡ በልጅዋ ፡ መካከል ፡ በጥም ቀተ ፡ ክርስትና ፡ እንድነት ፡ የለም ። ለሰው ፡ ሁሉ ፡ በየራሱ ፡ እምነቱን ፡ እንዲገልጽ ፡ ይገባ ዋል ፡ እንጂ ።

፴፬

ሥርዋጽ ፡ ፪ ። እናቱ ፡ ከአራስነት ፡ ያም ፡ ከመ ንጸትዋ ፡ አስቀድሞ ፡ ይሞታል ፡ ብለው ፡ የሚ ፈሩትን ፡ ሕፃን ፡ በምግዚት ፡ ከቤተ ፡ ክርስቲ ያን ፡ እግብተው ፡ ማጥመቅ ፡ እንዲገባ ፡ ከቀኖ ናት ፡ የቀረውን ፡ ይናገራል ።

፴፭

ድስቅ ፡ ፴፬ ፡ ኤጲስቆጶስ ፡ የሴቲቱን ፡ ራሱ ፡ ይቅባ ፡ የቀረውን ፡ ስውነቷን ፡ ግን ፡ ዲያቆና ዊት ፡ ትቅባት ፡ ወንድ ፡ የሴትን ፡ ዕርቃን ፡ ያይ ፡ ዘንድ ፡ አይገባምና ። የጥምቀትን ፡ ሁና ቴና ፡ በእርስዋ ፡ የታወቁትን ፡ ጸሎታት ፡ ከሚ ናገሩት ፡ መጻሕፍት ፡ በሰበሰቡት ፡ በቅብጣ ዊት ፡ ቤተ ፡ ክርስቲያን ፡ መጽሐፈ ፡ ጥምቀት ፡ ውስጥ ፡ ይህ ፡ ሕግ ፡ እነሆ ፡ ተጻፈ ። በእርሱ ፡ ያጥምቁት ፡ በትልቅ ፡ ጥንቃቄም ፡ ይጠብቁት ፡ ዘንድ ፡ ይገባል ።

፴፮

ረስጣ ፡ ፴፫ ፡ ለመጠመቅ ፡ የተዘጋጀውን ፡ ሰው ፡ ግብሩን ፡ ይመርምሩት ።

፴፯

በደስ ፡ ፲፱ ። ለእመክሮ ፡ በተወሰነላቸው ፡ ዘመን ፡ በጎ ፡ ነገርን ፡ ሁሉ ፡ ፈጽመዋልን ፡ እያሉ ፡ ስለ ፡ ገድላቸው ፡ ይመርምሩ ። ያመጧ ችው ፡ ሰዎች ፡ እነርሱ ፡ ይህን ፡ እንደ ፡ ሠሩ ፡ ምስክር ፡ ቢሆኑዋቸው ፡ ከእመጧቸው ፡ ቀን ፡ ጀምሮ ፡ የወንጌልን ፡ ቃል ፡ ያሰማቸው ። የሚ ያጠምቁበትም ፡ ቀን ፡ ቢደርስ ፡ ለለነርሱ ፡ የመሰከሩትን ፡ ሁሉ ፡ ኤጲስቆጶስ ፡ እያንጻንጻ ችው ፡ ያምላቸው ። ንጹሐች ፡ እንደሆኑ ፡ ያውቅ ፡ ዘንድ ። ንጹሐ ፡ ያልሆነ ፡ እንድ ፡ ቢገ ኝ ፡ ፈጽሞ ፡ ይለይ ። እርሱ ፡ ቃሉን ፡ በሃይማ ኖት ፡ እልተረጻምና ።



አንቀጽ : ራብዕ :

በእንተ : ሊቃነ : ጳጳሳት ።

፴፰ ወመብዝሃተ : ነገሮሙ : ለኤጲስቆስቶስ ፡ በይደልሙ ፡ ለሊቃነ : ጳጳሳት ፡ እሰመ ፡ ይሰመይ ፡ ውእቱ ፡ በውሰተ ፡ ካልአን ፡ አምቀኖናት ፡ ዘኤጲስቆስቶስ ፡ ዐቢየ ፡ ወቀዳማዌ ፡ ወርእሰ ፡ ኤጲስቆስቶስ ፡ ወውእቱ ፡ ፪ቱ ፡ አክፋል ፡ ሀልው ፡ እመጽሐፍ ፡ ወልብ ።

፴፱ ቀዳማዊ ፡ እመጽሐፍት ፡ ሊቃነ ፡ ጳጳሳትሰ ፡ ውእቶሙ ፡ ተላውያነ ፡ ክርስቶስ ፡ ወሐዋርያ ቲሁ ፡ ዘይቤሎሙ ፡ “ዘኪያክሙ ፡ ተወክፈ ፡ ኪያየ ፡ ተወክፈ” ። ለሊቀ ፡ ጳጳሳትሰ ፡ ሊቅናሁ ፡ ላዕለ ፡ መሢሐውያን ፡ ክመ ፡ ምሰፍና ፡ ሙሴ ፡ ላዕለ ፡ እሰራኤል ፡ ወማገበረ ፡ ቅዱሳን ።

፵ ዘኒቅያ ፡ ፴ወ፯ቱ ፡ አዘዙ ፡ ከመ ፡ ይኩኑ ፡ ሊቃነ ፡ ጳጳሳት ፡ ውሰተ ፡ ኩሉ ፡ ዓለም ፡ ፱ቱ ፡ ባሕቲቶሙ ፡ ክመ ፡ ፱ቱ ፡ መጻሕፍተ ፡ ወንጌል ፡ ወ፱ ፡ አፍላጋት ፡ ወ፱ ፡ ሥርዓተ ፡ ዓለም ፡ ወ፱ ፡ መዓዘኒሃ ፡ ወ፱ ፡ ነፋሳት ፡ ወ፱ ፡ ጠባይዐ ፡ ፍጥረታት ።

፵፩ ወይኩን ፡ ሊቀ ፡ እምኔሆሙ ፡ ወመኩንነ ፡ በዓለ ፡ መንበረ ፡ ጴጥሮስ ፡ ዘሮምያ ፡ በክመ ፡ አዘዙ ፡ ሐዋርያት ፡ ወአምድገሬሁ ፡ በዓለ ፡ እሰክንድርያ ፡ ዐባይ ፡ ወውእቱ ፡ መንበረ ፡ ማርቆስ ። ወሣልሰ ፡ በዓለ ፡ ኤፌሶን ፡ ውእቱ ፡ መንበረ ፡ ዮሐንስ ፡ ቱዎጎሎስ ። ወራብዕ ፡ በዓለ ፡ መንበረ ፡ አንጾኪያ ፡ ወውእቱ ፡ መንበረ ፡ ጴጥሮስ ፡ ካዕበ ።

፵፪ ወይትፈለጡ ፡ ኩሎሙ ፡ ኤጲስቆስቶስ ፡ አምታሕተ ፡ እደዊሆሙ ፡ ለአሉ ፡ ፱ቱ ፡ ሊቃነ ፡ ጳጳሳት ፡ ወይኩን ፡ ኩሉ ፡ ጳጳስ ፡ አምአላ ፡ አህጉር ፡ ዐበይት ፡ ይሢም ፡ ኤጲስቆስቶስተ ፡ ዘአድያሚሁ ፡ አምታሕተ ፡ እደዊሆሙ ፡ ለጳጳሳት ፡ ወኢያጳጵሶ ፡ ሎቱሰ ፡ አሐዱኒ ፡ እምኤጲስቆስቶስቲሁ ። አሰመ ፡ ውእቱ ፡ ዩትሌዐል ፡ እምኔሆሙ ። ወይዕቀብ ፡ ኩሉ ፡ ብእሲ ፡ ሥርዓቶ ፡ ወኢይትዐ

አንቀጽ አራት ።

በለ ፡ ሊቃነ ፡ ጳጳሳት ።

፴፰ ለሊቃነ ፡ ጳጳሳት ፡ የሚገባውን ፡ የኤጲስቆስቶስትን ፡ አብዛኛውን ፡ ነገር ፡ ይናገራል ። በኤጲስቆስቶስት ፡ አንቀጽ ፡ ውስጥ ፡ ታላቅና ፡ መጀመሪያ ፡ የኤጲስቆስቶስትም ፡ አለቃ ፡ ይባላልና ። ይኸውም ፡ ክመጽሐፍና ፡ ክልብ ፡ የተገኙ ፡ ሁለት ፡ ክፍሎች ፡ አሉት ።

፴፱ መጀመሪያው ፡ ክፍል ፡ ከመጻሕፍት ፡ የተገኘው ፡ ነው ። ሊቃነ ፡ ጳጳሳት ፡ ግን ፡ የክርስቶስና ፡ እናንተን ፡ የተቀበለ ፡ አኔን ፡ መቀበሉ ፡ ነው ፡ ያላቸው ፡ የሐዋርያት ፡ ተክታዮች ፡ ናቸው ። ሊቀ ፡ ጳጳሳት ፡ በክርስቲያኖች ፡ ላይ ፡ ያለው ፡ ሹመቱ ፡ ሙሴ ፡ በጄኤል ፡ ላይ ፡ እንደነበረው ፡ ምሰፍና ፡ ያለ ፡ ነው ።

፵ ኒቅያ ፡ ፴፯ ፡ ሊቃነ ፡ ጳጳሳት ፡ በዓለም ፡ ሁሉ ፡ ውስጥ ፡ አራት ፡ ብቻ ፡ አንዲሆኑ ፡ በኒቅያ ፡ የተሰበሰቡ ፡ የቅዱሳን ፡ ማገበር ፡ አዘዙ ። እንደ ፡ ፱ቱ ፡ የወንጌል ፡ መጻሕፍትና ፡ እንደ ፡ ፱ቱ ፡ ወንዞች ፡ እንደ ፡ ፱ቱ ፡ ሥርዓታተ ፡ ዓለም ፡ አንደ ፡ ፱ቱ ፡ ማዕዘን ፡ ዓለም ፡ አንደ ፡ ፱ቱ ፡ ነፋሳት ፡ እንደ ፡ ፱ቱ ፡ የፍጥረት ፡ ጠባዮች ።

፵፩ ከእነርሱም ፡ የሮሙ ፡ የጴጥሮስ ፡ በዓለ ፡ መንበር ፡ ሐዋርያት ፡ እንዳዘዙ ፡ አሰቃ ፡ ፈራጅም ፡ ይሁን ። ከእነርሱም ፡ ቀጥሎ ፡ የታላቂቱ ፡ የእሰክንድርያ ፡ በዓለ ፡ መንበር ፡ ይሁን ፡ ይኸውም ፡ የማርቆስ ፡ መንበር ፡ ነው ። ሦስተኛውም ፡ የኤፌሶን ፡ በዓለ ፡ መንበር ፡ ነው ፡ ይኸውም ፡ የነባቤ ፡ መለኮት ፡ የዮሐንስ ፡ መንበር ፡ ነው ። አራተኛው ፡ የአንጾኪያው ፡ በዓለ ፡ መንበር ፡ ነው ፡ ይኸውም ፡ የጴጥሮስ ፡ ሁለተኛው ፡ መንበር ፡ ነው ።

፵፪ ኤጲስቆስቶስት ፡ ሁሉ ፡ በነዚህ ፡ በአራቱ ፡ ሊቃነ ፡ ጳጳሳት ፡ ሥልጣን ፡ በታች ፡ ሆነው ፡ ይለዩ ። ጳጳስ ፡ ሁሉ ፡ ከአሊህ ፡ ከታላላቆቹ ፡ አገሮች ፡ የተሾመ ፡ ይሁን ፡ ከጳጳሳት ፡ ሥልጣን ፡ በታች ፡ የሆኑትን ፡ የየአውራጃውን ፡ ኤጲስቆስቶስቶቹ ፡ ይሾም ፡ ዘንድ ፡ እርሱን ፡ ግን ፡ ከኤጲስቆስቶስቶቹ ፡ አንዱ ፡ አንኳ ፡ አያጸጸው ። እርሱ ፡ ከእነርሱ ፡ ይበልጣልና ። ሰው ፡ ሁሉ ፡ ሥርዓ

አንቀጽ : ፩ =

ሰለ : ሊቃና : ጳጳሳት =

ደው : ጎበ : ሥርዓተ : ካልኡ : ወዘዐለው : ዘንተ : ሕገ : እንተ : ሠራዕናሃ : ሲኖዶስ : ያወገዩ =

፳፱፻፳፰ : ወትፍልስ : ሊቀ : ጽሐፊ : ኤፌሶን : ገበ : ሀገረ : ንጉሥ : ክመ : ትኩን : ዛቲ : ክብረ : ለነገሥት : ወለካህናት : ጎቡረ : ወያክብርዎ : ስኢሲቆጶስ : ዚላሃ : ወእያስተሐቅርዎ : በእንተ : ተግግሦ : ሊቀ : ጳጳስናሁ : እምኔሁ : ወያክብርዎ : በሰም : ሀቢይ : ዘኮቶ ሊካ : ዘውእቱ : ስመ : ሊቃናት =

ወያዕብይዎ : ካዕበ : ለበዓለ : መንበረ : ተሰሎጌቱ : እስመ : ከመዛ : ይደሉ =

ወአይግርር : ኤሲቆጶስ : ዘኢየሩሳሌም : ለካልኡ : እምኤሲቆጶሳት : አሳ : ያዕብይዎ : ሉቱ : ወያክብርዎ : እስመ : ውእቱ : ሥዩም : ላዕለ : ሀገር : ቅድስት : ወበእያሁ : ሀሎ : መስቀለ : እግዚእነ : አያሱስ : ክርስቶስ : ወመካነ : ትንሣኤሁ =

ወያክብርዎ : ካዕበ : ለበዓለ : መንበረ : በግዳድ : ዎእቱ : ሰልቅ : እንተ : ውስተ : ብሔረ : ምሥራቅ : ወይእቲ : ትሰመይ : ሀገረ : ምድያዎ : ወያዕብይዎ : ለዝንቱ : ካዕበ : በስመ : ሊቃናት : ወያብሕዎ : ሎቲኒ : እምይእዜ : ከመ : ያጵጵስ : ጳጳሳተ : በከመ : ይገብሩ : ሊቃና : ጳጳሳት : ከመ : ኢይጸምወ : ምሥራቃውያን : በሐዊሮቶሙ : ጎበ : ሊቀ : ጳጳሳተ : እንጾኪያ : በእንተ : መፍቅዶሙ : እው : በተመይጦቶሙ : እምጎቤሁ : እስመ : ሊቀ : ጳጳሳተ : እንጾኪያ : ነዋ : ሠምረ : በዝንቱ : እምድገረ : ሰአልዎ : ሎቲ : ጉባኤ : ማግበር : ከመ : ኢይጎዝን : በእንተ : ዘተእተተ : እምኔሁ : ሥልጣን : ምሥራቅ : እስመ : ውእቱ : ኢጎሠሠ : ዘንተ : ግብረ : ዘእንበለ : ከመ : ያብእሙ : ውስተ : ዕረፍት : ለክርስቲያን : ዘብሔረ : ፋርስ =

፳፱፻፳፱ : ወለእመ : መጽእ : ግብር : ዘይትጋብኡ : ቦቱ : ኤሲቆጶሳት : ውስተ : ብሔረ : ርዎ : ወመጽእ : ጎቤሆሙ : በዓለ : ዛቲ : ግመት : ዘውእቱ : በዓለ : ሰልቅ : እንተ : ይእቲ : እምርት : ሀገረ : በግዳድ : እስመ : ይእቲ : እመ : ቀዳሚ : ኮነ : ትሰመይ : ሳቡር : እንተ : ይእቲ : የምሰ : ምድያዎ : ለያትለ

ቲን : ይጠብቅ : ወደ : ሌላም : ሥርዓት : እይተላለፍ : ይህችን : የሠራናትን : ሕግ : ያፈረሰውን : ሲኖዶስ : ያወግዘዋል =

፵፫ ኒቅያ : ፴፰ = የኤፌሶን : ሊቀ : ጽሐፊ : ለካህናቱና : ለነገሥታቱ : በእንድነት : ክብር : ትሆን : ዘንድ : ወደ : ንጉሡ : ከተማ : (ወደ : ቊስጥንጥንያ) ትዛወር = በእርስዋ : የተሾመውንም : ኤሲቆጶስ : ያክብሩት = ሊቀ : ጽሐፊ : ከእርሱ : ስለሄደ : እያቃልሉት = ካቶሊኮስ : በሚባለውም : በታላቅ : ስም : ያክብሩት = ይኸውም : የሊቃናት : ስም : ነው =

፵፬ ዳግመኛም : የተሰሎንቄውን : በዓለ : መንበር : ያክብሩት : እንዲሁ : ሊሆን : ይገባልና =

፵፭ የኢየሩሳሌሙ : ኤሲቆጶስ : ከኤሲቆጶሳት : ለሌላው : እይታዘዝ = እርሱን : ፈጽመው : ያክብሩት : እንጂ = በቅድስት : ሀገር : በኢየሩሳሌም : የተሾመ : ነውና = በእጁም : የጌታችን : የኢየሱስ : ክርስቶስ : መስቀልና : የትንሣኤው : ቦታ : አለና =

፵፮ ዳግመኛም : በምሥራቅ : ክፍል : የምትገኘው : ሰልቅ : የምትባለውን : የበግዳድን : በዓለ : መንበር : ያክብሩት = ይህችውም : የምድያዎ : እገር : ትባላለች = ይህንንም : ዳግመኛ : በሊቃናት : ስም : ያክብሩት = ለእርሱም : ሊቃና : ጳጳሳት : እንደሚሠሩት : ሁሉ : ጳጳሳትን : እንዲሾም : ይፍቀዱለት = የምሥራቅ : ሰዎች : የፈለጉትን : ነገር : ለማግኘት : ወደ : እንጾኪያው : ሊቀ : ጳጳሳት : በመሄድና : ከእርሱም : ዘንድ : በመመለስ : እንዳይደከሙ = የእንጾኪያ : ሊቀ : ጳጳሳት : የምሥራቅ : ሥልጣን : ከእርሱ : በመወገድ : እንዳያዝን : ሠለስቱ : ምእት : ከለመኑት : በኋላ : እነሆ : በዚህ : ተሰማምቷል = የፋርስን : እገር : ክርስቲያኖች : ወደ : ዕረፍት : ሊያገባቸው : ወደደ : እንጂ : እርሱ : ይህን : ክብር : አልፈለገምና =

፵፯ ኒቅያ : ፵፱ = ኤሲቆጶሳት : በሮም : የሚሰበሰቡበት : ሥራ : ቢመጣ : የዚችም : ሹመት : ባለቤት : ወደነርሱ : ቢመጣ : ይኸውም : በግዳድ : በመባል : የታወቀችው : የሰልቅ : በዓለ : መንበር : ነው : እርስዋ : ቀድሞ : ሳቡር : ትባል : ነበርና : ዛሬ : ግን : ምድያዎ : ትባላለች = በእቀማመጥ : ክሮም : ጳጳሳት : ሁሉ :

ሀል ፡ ወደክበር ፡ ውስተ ፡ መንበር ፡ መልዕልተ ፡
ነሱም ፡ ጳጳሳት ፡ ሮም ፡ ኅቡረ ፡ እስመ ፡
ውእቱ ፡ በመዓርገ ፡ ሊቀ ፡ ጳጳሳት ፡ ዘውስተ ፡
ብሔረ ፡ ምሥራቅ ፡ ወይኩን ፡ መንበሩ ፡
ውስተ ፡ መዓርግ ፡ ሳብዕት ፡ እምድገረ ፡ ኤጲስ
ቆጶስ ፡ ዘኢየሩሳሌም ፡ ወለነሱ ፡ ዘዐሰወ ፡
ዘንተ ፡ ሕገ ፡ ሲኖዶስ ፡ ያውግዖ ፡

፵፮ ዘ፵ ፡ ወኢያበውሐሙ ፡ ሲኖዶስ ፡ ዐቢይ ፡
ከመ ፡ ይትጋብኡ ፡ በብሔረ ፡ ስልቅ ፡ ከመ ፡
ያንበሩ ፡ ሕገጋተ ፡ ዘእንበለ ፡ በመባሕተ ፡
ሊቀ ፡ ጳጳሳት ፡ ዘአንጾኪያ ፡ እስመ ፡ ሰእመ ፡
ኮነ ፡ ሊቆሙ ፡ በመዓርገ ፡ ሊቀ ፡ ጳጳሳት ፡ በእ
ንተ ፡ ዘኅሳወ ፡ ተባይደተ ፡ አልቦሙ ፡ መባ
ሕት ፡ ከመ ፡ ይፍትሐ ፡ ወይእስሩ ፡ ሕገ ፡ በተ ፡
ክርስቲያን ፡ ወኢከመ ፡ ይወስኩ ፡ ውስቴታ ፡
አው ፡ ያሕጽጹ ፡ ዘምክረ ፡ ርእሶሙ ፡ አላ ፡
ይኩኑ ፡ በእንተ ፡ ነሱ ፡ ግብር ፡ ግራራን ፡ ለሊ
ቃናት ፡ ወለማኅበረ ፡ ሊቃና ፡ ጳጳሳት ፡

፵፱ ሥርዋጽ ፡ ፫ ፡ ወእምድገረ ፡ ዘንቱ ፡ መንበር ፡
ረሰዩ ፡ ሊቀ ፡ ጳጳሳት ፡ ዘኤፌሶን ፡ ሰበዓለ ፡
ቍስጥንጥንያ ፡ ወረሰይዎ ፡ ዳግማዊ ፡ በመዓር
ጊሁ ፡ ወኮነ ፡ እምሊቀ ፡ ጳጳሳት ፡ ዘእስክንድርያ
ሣልሳዩ ፡

፶ ዳዎጃ ፡ ወሰብኦ ፡ ኢትዮጵያ ፡ ኢይሢሚ ፡
ላዕሌሆሙ ፡ ሊቀ ፡ ጳጳሳት ፡ እማእምራኒሆሙ ፡
ወኢበሥምረተ ፡ ርእሶሙ ፡ እስመ ፡ ጳጳሶሙ ፡
ይከውን ፡ እምታሕተ ፡ እዲሁ ፡ ለበዓለ ፡ እስ
ክንድርያ ፡ ወውእቱ ፡ ዘይደልዎ ፡ ይሢም ፡ ላዕ
ሌሆሙ ፡ ሊቀ ፡ እምኅቤሁ ፡ ዘውእቱ ፡ መት
ሕተ ፡ ሊቀ ፡ ጳጳሳት ፡

፶፩ ወሰበ ፡ ተወይመ ፡ ጳጳሳት ፡ ዘንቱ ፡ ዘገብር ፡
በስመ ፡ ሊቃናት ፡ ኢብራኪ ፡ ሎቱ ፡ ከመ ፡
ያጽጽስ ፡ ጳጳሳት ፡ በከመ ፡ ያጽጽሱ ፡ ሊቃና ፡
ጳጳሳት ፡ ዳዕሙ ፡ ውእቱ ፡ ባሕቲቱ ፡ ይከብር ፡
በስመ ፡ ሊቀ ፡ ጳጳሳት ፡ ዘእንበለ ፡ ይኩን ፡
ሎቱ ፡ ሥልጣን ፡ ዝንቱ ፡ ወሰእመ ፡ ኮነ ፡
ግብር ፡ ዘይትጋብኡ ፡ ቦቱ ፡ ጉባኤ ፡ በምድረ ፡
ሮም ፡ ወመጽኦ ፡ ኅቤሆሙ ፡ ዝንቱ ፡ ኢትዮጵ
ያዊ ፡ ሰይንበር ፡ ውስተ ፡ መንበር ፡ ሳምን ፡
እምድገረ ፡ በዓለ ፡ ስልቅ ፡ እንተ ፡ ይእቲ ፡ እም
አህጉረ ፡ አድያም ፡ ዘውስቴቶን ፡ ባቢሎን ፡ ወእ
ልዕራቅ ፡ ወመንግሥተ ፡ ሳቡር ፡ እስመ ፡ አብ
ሕዎ ፡ ሎቱ ፡ ከመ ፡ ይሢም ፡ ኤጲስቆጶስተ ፡

በላይ ፡ ክፍ ፡ ብሎ ፡ በአንድነት ፡ ይክበር ፡
እርሱ ፡ በምሥራቅ ፡ አገር ፡ ውስጥ ፡ በሊቀ ፡
ጳጳሳት ፡ ማዕርግ ፡ ነውና ፡ መንበሩም ፡ ከኢየ
ሩሳሌም ፡ ኤጲስቆጶስ ፡ በኋላ ፡ ሰባተኛ ፡ ማዕ
ርግ ፡ ይሁን ፡ ይህን ፡ ሕግ ፡ ያፈረሰውንም ፡
ሊኖዶስ ፡ ያውግዘዋል ፡

፶፮ ኒቅያ ፡ ፵ ፡ ያለ ፡ አንጾኪያው ፡ ሊቀ ፡ ጳጳሳት ፡
ፈቃድ ፡ ሕጎችን ፡ ሰመወሰን ፡ በስልቅ ፡ ሀገር ፡
ይሰበሰቡ ፡ ዘንድ ፡ ትልቱ ፡ ሲኖዶስ ፡ አይፈቅ
ድላቸውም ፡ አሊቃቸው ፡ መተካከልን ፡ ስሰፈ
ሰገ ፡ በሊቃና ፡ ጳጳሳት ፡ ማዕርግ ፡ ቢሆንም ፡
እንኳ ፡ የቤተ ፡ ክርስቲያንን ፡ ሕግ ፡ ሊያስሩ ፡
ሊፈቱ ፡ ወይም ፡ በራሳቸው ፡ ምክር ፡ በውስ
ጥዋ ፡ ሊጨምሩም ፡ ሊያሳንሱም ፡ ሥልጣን ፡
የላቸውምና ፡ በሥራ ፡ ሁሉ ፡ ለእስቆጶሻና ፡ ሰማ
ኅበረ ፡ ሊቃና ፡ ጳጳሳት ፡ የተገዙ ፡ ይሁኑ ፡
እንጂ ፡

፶፱ ሥርዋጽ ፡ ፫ ፡ ከዚህም ፡ መንበር ፡ በኋላ ፡ የኤ
ፌሶንን ፡ ሊቀ ፡ ጳጳሳት ፡ ለቍስጥንጥንያው ፡
ሊቀ ፡ ጳጳሳት ፡ አይረጉ ፡ በማዕርግም ፡ ሁሉ
ተኛ ፡ አይረጉት ፡ የእስክንድርያው ፡ ሊቀ ፡
ጳጳሳትም ፡ ሦስተኛ ፡ ሆነ ፡

፷ ኒቅያ ፡ ፵፪ ፡ የኢትዮጵያ ፡ ሰዎች ፡ ከዐዋቂዎ
ቻቸው ፡ ወገን ፡ በራሳቸውም ፡ ፈቃድ ፡ ሊቀ ፡
ጳጳሳትን ፡ ለራሳቸው ፡ አይሹሙ ፡ ጳጳሳቸው ፡
ከእስክንድርያው ፡ በዓለ ፡ መንበር ፡ ሥልጣን ፡
በታች ፡ ነውና ፡ ከሊቀ ፡ ጳጳሳት ፡ በታች ፡ የሆ
ነውን ፡ ሊቀ ፡ ጳጳስ ፡ ከእርሱ ፡ ወገን ፡ ሊሾምላ
ቸው ፡ የሚገባውም ፡ እርሱ ፡ ነው ፡

፷፩ ይህ ፡ በሊቃናት ፡ ስም ፡ የተጠራውም ፡ ጳጳሳ
ናን ፡ በተሾመ ፡ ጊዜ ፡ ሊቃና ፡ ጳጳሳት ፡ እንደ
ሚሾሙ ፡ ጳጳሳትን ፡ ይሾም ፡ ዘንድ ፡ አይገባ
ውም ፡ የመሾም ፡ ሥልጣን ፡ ሳይኖረው ፡
እርሱ ፡ ብቻ ፡ በሊቀ ፡ ጳጳሳት ፡ ስም ፡ ይክበር ፡
እንጂ ፡ በሮም ፡ ጉባኤ ፡ የሚሰበሰቡበት ፡ ሥራ ፡
ቢኖር ፡ ይህ ፡ ኢትዮጵያዊም ፡ ወደ ፡ እንርሱ ፡
ቢመጣ ፡ ከስልቅ ፡ በዓለ ፡ መንበር ፡ በኋላ ፡
በስምንተኛው ፡ መንበር ፡ ይቀመጥ ፡ ይህች
ውም ፡ የሳቡር ፡ መንግሥትና ፡ የእልዕራቅ ፡
የባቢሎንም ፡ አውራጃዎች ፡ ክፍል ፡ ናት ፡
ለአውራጃዎቹ ፡ ኤጲስቆጶስተን ፡ እንዲሾም ፡
ፈቅደውለታልና ፡ ኤጲስቆጶስተም ፡ በራሳ

አንቀጽ : ፱ =

ሰለ : ሊቃነ : ጳጳሳት =

ለአድያመ : ዜአሁ : ወኢብወሕ : ሎሙ : ከመ : ይህምም : በርእሶሙ : ኤዲቆጳሳት =

ቸው : ሊሾሙት : አይገባቸውም =

፶፪ ዘግወ፬ : ወደርአይ : ሊቀ : ጳጳሳት : በእንተ ገሱ : ግብር : ወትአዛዝ : ዘይገብርም : ጳጳሳ ቲታ : ወኤዲቆጳሳቲታ : ውሰተ : በኤሙር ቲታሆሙ : እንተ : ተሰይሙ : ላሰሊሆን : ወለእመ ረከበ : ዲቤሆሙ : ምንተኒ : ግብር : ዘኢይደሉ ለይወልወ : ወዩአዝዝ : ውሰቲቲ : በዘተርእዩ : እሰመ : ውእቲ : አቲሆሙ : ለነሎሙ : ወእመ ቲኒ : ውሉዲ :

፶፪ ኒቅያ : ማ፬ = ጳጳሳቲና : ኤዲቆጳሳቲ : በተሾሙ ባቸው : አገሮች : ውሰጥ : የማይደርጉትን : ትእዛዝና : ሥራ : ሊቀ : ጳጳሳቲ : ይመልከት : በእነርሱም : ላይ : ማናቸውንም : የማይገባ : ሥራ : ሲሠራ : በያገኝ : ይለውጠው = የተገለ ጠለትንም : ይዘዝ = እርሱ : ለውሎም : አባታ ቸው : ነውና : እነርሱም : ልጆቹ : ናቸውና =

፶፫ ወጳጳሰሰ : ዘሥዩም : ላዕሊሆሙ : ያክብሩ : ኪያሁ : ከመ : እኑ : በሰይ : ዘተሰይመ : ላዕለ : እኃዊሁ : ወመፍትው : ይትእዘዙ : ሎቲ : በእንተ : ሥነ : መሪሐቲ : ወሠሪዮቲ =

፶፫ በእነርሱ : ላይ : የተሾመውን : ጳጳስ : ግን : በወንድሞቹ : ላይ : አንድ : ተሾመ : አንድ : ትልቅ : ወንድም : ያክብሩት : መሪና : አስተ ዳዳሪ : አንድ : መሆኑ : መጠን : ሊታዘዙለት : ይገባል =

፶፬ ወሊቀ : ጳጳሳትኒ : ከመ : አብ : በሥልጣን ላዕለ : ውሎዱ : ወበከመ : ሊቀ : ጳጳሳት : ቦቲ : ትእዛዝ : ወሥልጣን : ላዕለ : ዘታሕተ : እዴሁ : ከማሁ : ለበዓለ : መንበረ : ሮምያ : ቦቲ : ሥልጣን ላዕለ : ነሎሙ : ሊቃነ : ጳጳሳት : እሰመ : ውእቲ : ሊቅ : ከመ : ጴጥሮስ : ዘኮነ : ሎቲ : ሥልጣን : ላዕለ : ነሎሙ : ሊቃነ : ክርስቲ ያን : ወማንበረ : ሰብእ : እሰመ : ውእቲ : ህዩ ንተ : ክርስቶስ : አግዚአን : ላዕለ : ሕዝቡ : ወአብያተ : ክርስቲያናቲታ =

፶፬ ሊቀ : ጳጳሳቲም : አባት : በሥልጣን : በልጆቹ : ላይ : አንድ : መሆኑ : ያዘል : ነው = ሊቀ : ጳጳ ሳት : በሥልጣን : በታች : ባሉት : ላይ : ትእዛ ዝና : ሥልጣን : አለው = እርሱ : በክርስቲያ ናች : አለቆችና : በሰዎች : ማንበር : ሁሉ : ላይ : ሥልጣን : እንዳለው : አንድ : ጴጥሮስ : አሊቃ : ነውና = እርሱ : በሕዝቡና : በአብያተ : ክርስቲያናቲ : ላይ : የጌታችን : የክርስቶስ : ምትክ : ነው =

፶፭ ዘግወ፭ : ወድትጋብኡ : ኤዲቆጳሳት : ነሱ ለሁጉር : ኅበ : ጳጳሶሙ : ጀተ : ጊዜ : በበዓመት : ከመ : ድርአዩ : ዘይደሉ : በእንተአሁ = ወኪ ያሁ : ለነጽሮ : ከመ : ትኩን : እውሥአቶሙ : ጽንዕተ : እመ : ዕለት : ግርምት : በዘእክሀል ምሙ : ጎይለ =

፶፭ ኒቅያ : ማ፭ = የአገሩ : ሁሉ : ኤዲቆጳሳት : ስለእርሱ : የሚገባውን : ይመረምሩ : ዘንድ : እርሱንም : ለማየት : በየዓመቱ : ሁለት : ጊዜ : ከጳጳሳቸው : ዘንድ : ይሰብሰቡ = ስለ : ተሰጣ ቸው : ሥልጣን : በምታስረራዩቲ : ቀን መልሳቸው : የጸናች : ትሆን : ዘንድ =

፶፮ ዘግወ፮ : ወከማሁ : ጳጳሳትኒ : ወኤዲቆጳሳት ይትጋብኡ : ኅበ : ሊቀ : ጳጳሶሙ : ምዕረ : በበ ዓመት : በእምሳለ : ውእቲ : በከመ : ኮነ : ሰብዓ : መሳናንተ : ይቃቃ : አስራኤል : ያግ ርት : ኅበ : ሙሴ : ነሎ : ዘበጸበሙ =

፶፮ ኒቅያ : ማ፮ = እንዲሁም : ጳጳሳትና : ኤዲቆጳ ሳት : ሰብዓው : የደቃቀ : እስራኤል : መሳና ንት : የቸገራቸውን : ሁሉ : ወደ : ሙሴ : ያቀ ርዙ : እንደነበረ : በዚሁ : እምሳል : በያመቱ : አንድ : ጊዜ : ከሊቀ : ጳጳሳቸው : ዘንድ : ይሰብ ሰቡ =

፶፯ ረስጣ : ዘ፩ : ወኢይትረጸም : ሚመቲ : ለሊቀ ጳጳሳት : ዘአንበለ : በሀሳዌሆሙ : ለጉባኤ : ኤዲቆጳሳት : ወመጥሮጳሊስ : ዘውእቲ : ጳጳስ : ወለእመ : ኮነ : በእንተ : ሚመቲ : ጋአዝ ይግበሩ : በምክሮሙ : ለእለ : ይበዝኑ : እምኔ

፶፯ ረስጣ : ፩ = የሊቀ : ጳጳሳቲ : ሹመት : የኤዲቆ ጳሳትና : የመጥሮጳሊስ : (ይኸውም : ጳጳስ : ማለት : ነው =) ጉባኤ : ሳይሆን : አይፈጸምም = ስለ : ሹመቱ : ጠብ : ክርክር : ቢሆን : በድ

አንቀጽ : ፱ =

ሆሙ ። ወእምዝ ፡ ዘይደልዎ ፡ ይሠየም ፡ ላዕሌ ሆሙ ።

፶፰ ዘኒቅያ ፡ ዘጠወጂ ፡ ወለይትእዘዝ ፡ በዓለ ፡ ስሉ ፡ ሀገር ፡ ወብሔር ፡ እመኒ ፡ ኮነት ፡ ሀባዩ ፡ እው ፡ ንእስተ ፡ ዘትከውን ፡ ታሕተ ፡ እደ ፡ ሊቀ ፡ ጳጳሳት ፡ ይሥርዑ ፡ በረከተ ፡ ሊቀ ፡ ጳጳሳት ፡ በእምጣነ ፡ ትክል ፡ ወይፈንወ። ኪያሃ ፡ ኅቤሁ ፡ በበነሱ ፡ ዓመት ፡ ከመ ፡ ይትረገእ ፡ ባቲ ፡ ወዝንቱ ፡ አንቀጽ ፡ ዘእንበለ ፡ ግዘት ።

፶፱ ዘግወፀ ፡ ኢብወሕ ፡ ለጳጳስ ፡ ወለኤጲስቆጶሳቲሁ ፡ ሐቲተ ፡ አበሳቲሁ ፡ ለዘአበስ ፡ እምኤጲስቆጶሳት ፡ እለ ፡ ታሕተ ፡ እዴሁ ፡ ወፈቲሐ ፡ ፍትሕ ፡ ላዕሌሁ ፡ ወኢተወክፍተ ፡ ንስሐሁ ፡ ዘእንበለ ፡ መባሕተ ፡ ሊቀ ፡ ጳጳሳት ፡ ምስሌሆሙ ፡ ወበእእምርቱ ፡ ወትእዛዘ ፡ ዚሉሁ ።

፷ ዘፃ ፡ ወኢይትወክፍ ፡ ላዕለ ፡ ሊቀ ፡ ጳጳሳት ፡ ወዴተ ፡ አሐዱ ፡ ጳጳስ ፡ ምንትኒ ፡ እምጳጳሳቲሁ ፡ እለ ፡ ታሕተ ፡ እዴሁ ፡ አው ፡ ለእመ ፡ ተረከበ ፡ በላዕሌሁ ፡ ምንትኒ ፡ እምአበሳት ፡ ዘእንበለ ፡ ይምጸእ ፡ ሊቀ ፡ ጳጳሳት ፡ ካልእ ፡ እምአጎዊሁ ፡ እምፎቲሆሙ ፡ ወነጽፎቶሙ ፡ ግብሮ ። ወኢይደሉ ፡ ለአሐዱሂ ፡ እምሠለስቲሆሙ ፡ ሊቀ ፡ ጳጳሳት ፡ ለአስተዋድዮ ፡ ከመ ፡ ያብሐ ፡ ሎቱ ፡ በእንተ ፡ ውእቱ ፡ አው ፡ ይስነአዉ ፡ ላዕሌሁ ፡ ዘእንበለ ፡ መባሕተ ፡ ሊቀ ፡ ጳጳሳት ፡ ካልእ ፡ እምአጎዊሁ ፡ ወነጽፎቶሙ ፡ ግብሮ ፡ በከመ ፡ አቅደምነ ፡ ነጊረ ።

፷፩ ዘፃወ፩ ፡ ወኢይደሉ ፡ ለአሐዱሂ ፡ እምሊቃነ ፡ ጳጳሳት ፡ ወጳጳሳት ፡ ወኤጲስቆጶሳት ፡ ከመ ፡ ይፍታሕ ፡ ዘአስሮ ፡ ካልኡ ፡ ዘእንበለ ፡ እምድኅረ ፡ ሞቱ ። ወሊቀ ፡ ጳጳሳትስ ፡ ብወሕ ፡ ውእቱ ፡ እምድኅረ ፡ ተከሥቶ ፡ ከመ ፡ ይፍታሕ ፡ ማእሰሮሙ ፡ ለእሉ ፡ ስሉሙ ፡ ሶበ ፡ ርእዮ ፡ ዝክተ ። እስመ ፡ ውእቱ ፡ ከመ ፡ እግዚእ ፡ ቤት ፡ በላዕሌሆሙ ፡ ወላዕለ ፡ ስሉ ፡ ከቡር ።

፷፪ ዘፃወ፪ ፡ ወለእመ ፡ ሂመ ፡ ጳጳስ ፡ እሐደ ፡ ኤጲስቆጶሳ ፡ እምኤጲስቆጶሳት ፡ ለይፈኑ ፡ ምስሌሁ ፡ ካዕበ ፡ ኮሬ ፡ ኤጲስቆጶሳ ፡ ከመ ፡ ያብእ ፡ ሎቱ ፡ ኅበ ፡ ህገሩ ፡ ወቤተ ፡ ክርስቲያኑ ፡ ወያንብሮ ፡ በዕለት ፡ ቀዳሚት ፡ ጊዜ ፡ በአቱ ፡ ዲበ ፡ መንበር ፡ ወሶበ ፡ ነበረ ፡ ውስተ ፡ ህገሩ ፡ ፎተ ፡

በለ ፡ ሊቃነ ፡ ጳጳሳት ።

ምፅ ፡ ብልጫ ፡ ያድርጉት ። ከዚህም ፡ በኋላ ፡ የሚገባው ፡ በላያቸው ፡ ይሾም ።

፶፰ ኒቅያ ፡ ፴፯ ። ከተማውና ፡ ባላገሩ ፡ ሁሉ ፡ ይታዘዝ ። በሊቀ ፡ ጳጳሳቱ ፡ ሥልጣን ፡ በታች ፡ ያለች ፡ አገር ፡ ታላቅም ፡ ታናሽም ፡ ብትሆን ፡ ለሊቀ ፡ ጳጳሳት ፡ የሚሰጥ ፡ ገጸ ፡ በረከት ፡ የምትችለውን ፡ ያህል ፡ ይሥሩባት ። በእርስዎም ፡ ይረዳባት ፡ ዘንድ ፡ በያመቱ ፡ ወደእርሱ ፡ ይላክዎት ። ይህ ፡ እንቀጽ ፡ ውግዘት ፡ የሌለበት ፡ ነው ።

፶፱ ኒቅያ ፡ ፵፱ ። ለጳጳስና ፡ ለኤጲስቆጶሳቱ ፡ ከሥልጣኑ ፡ በታች ፡ ካሉት ፡ ከኤጲስቆጶሳቱ ፡ ወገን ፡ የበደለውን ፡ በደል ፡ መመርመርና ፡ በእርሱም ፡ መፍረድ ፡ በሊቀ ፡ ጳጳሳቱም ፡ ፈቃድ ፡ ካልሆነና ፡ እውቆ ፡ ካላዘዘ ፡ በቀር ፡ ኑዛዜ ፡ መቀበል ፡ አይገባቸውም ።

፷ ኒቅያ ፡ ፶ ። በሊቀ ፡ ጳጳሳቱ ፡ ላይ ፡ ከሥልጣኑ ፡ በታች ፡ ካሉት ፡ ከጳጳሳቱ ፡ ወገን ፡ የሚቀርቡውን ፡ የአንዱን ፡ ጳጳስ ፡ ነገረ ፡ ሥራ ፡ (ክበ) ፡ ምንም ፡ እይቀበሉ ። ከበደል ፡ ወገን ፡ በእርሱ ፡ ላይ ፡ ቢገኝም ፡ ከሦስቱ ፡ ወንድሞቹ ፡ ሌላው ፡ ሊቀ ፡ ጳጳሳት ፡ ሳይመጣና ፡ ሥራውን ፡ ሳይመረምሩ ፡ አይቀበሉ ። ከሦስቱ ፡ ሊቃነ ፡ ጳጳሳትም ፡ ለአንዱ ፡ እንኳ ፡ እርሱን ፡ ለማጣላት ፡ እንዲያሰናብተው ፡ ወይም ፡ እንዲስማሙበት ፡ ሊያደርግ ፡ አይገባውም ። እስቀድመን ፡ እንደተናገርን ፡ ሥራውን ፡ ከመመርመራቸውና ፡ ከወንድሞቹ ፡ ወገን ፡ የሆነ ፡ በሌላው ፡ ሊቀ ፡ ጳጳሳት ፡ ፈቃድ ፡ ካልሆነ ፡ በቀር ።

፷፩ ኒቅያ ፡ ፶፩ ። ከሊቃነ ፡ ጳጳሳትና ፡ ከጳጳሳት ፡ ከኤጲስቆጶሳትም ፡ ለአንዱ ፡ እንኳ ፡ ሌላው ፡ ያወገዘውን ፡ መፍታት ፡ አይገባውም ። ከሞተ ፡ በኋላ ፡ ነው ፡ እንጂ ። ሊቀ ፡ ጳጳሳት ፡ ግን ፡ ይህን ፡ በመረመረ ጊዜ ፡ ከተገለጠለት ፡ በኋላ ፡ የሁሉንም ፡ ግዝት ፡ ሊፈታ ፡ ሥልጣን ፡ እለው ። እርሱ ፡ በነርሱ ፡ ላይ ፡ እንደ ባለቤት ፡ ነውና ። በሁሉም ፡ ላይ ፡ ክቡር ፡ ነውና ።

፷፪ ኒቅያ ፡ ፷፪ ። ጳጳሱ ፡ ከኤጲስቆጶሳት ፡ ወገን ፡ አንዱን ፡ ኤጲስቆጶሳት ፡ ቢሾም ፡ ወደ ፡ ሹመት ፡ ሀገሩና ፡ ወደ ፡ ቤተ ፡ ክርስቲያን ፡ ያስገባው ፡ ዘንድ ፡ ከእርሱ ፡ ጋር ፡ ኮሬ ፡ ኤጲስቆጶሳት ፡ (ቆሞስ) ፡ ይላክ ። በገባ ፡ ጊዜም ፡ በዕለተ ፡ ቀዳሚት ፡ በወንበሩ ፡ ያስቀምጠው ። በእገሩ ፡

አንቀጽ : ፩ ።

ሰለ : ሊቃና : ጳጳሳት ።

አውራግ : ይሁር : ጎበ : ጳጳስ : የሐውጸ : በእንተ : እምኖቱ : ወየእዝዞ : ጳጳስ : ለኮራ : ኤጲስቆጶስ : ለው : ለርእስ : ካህናት : አው : ለርእስ : ዲያቆናት : ይፍትንም : ሕገገ : ኤጲስ : ቆጳሳት : ወቁመቶ : ላዕለ : ውሳኔያተ : አሉ : ኩሎሙ ። ወለእመ : ረከብዎ : ዘንዋ : ቦቀበሙ : ፍጹመ : እሚሃ : ያስተጸንዕ : ግብር : ወያብሐ : ሎቱ : ቀዋመ : በኤጲስቆጶስናሁ : ወይትወክፉ : ትእዛዛቲሁ ። ወከማሁ : ካዕበ : ለይግበሩ : ጳጳሳት : በሊቃና : ጳጳሳቲሆሙ ። አሌ : ሎቱ : ለዘየዐሉ : ዘንተ : ሕገ : ወሊኖ ዶስ : ያወግዞ ።

፳፫ ዘኒቅያ : ግወፄ : ወእይትበዋሕ : አሐዳኒ : አምኤጲስቆጶሳት : እለ : ታሕተ : እይዋዮሙ : ለጳጳሳት : እምኅበ : ሊቀ : ጳጳሳት : በምንትኒ : ዘእንበለ : በትእዛዘ : ጳጳሶሙ : ወእጠይቆቶ : በዝንቱ : ወእይሳሥሥ : መኑሂ : እምጳጳሳት : ወእምኤጲስቆጶሳት : በዋእ : ኅበ : ንጉሥ : ዘእንበለ : መባሕተ : ሊቀ : ጳጳሳት ። ወለኩሉ : ዘዐለወ : ዘንተ : ሲኖዶስ : ያወግዞ ።

፳፬ ረሰጠጅ : ጳወጅ : ወኤጲስቆጶሳት : ኩሉ አድያም : ይጸልዎሙ : ከመ : ያእምሩ : መኑ : ውእቱ : ሊቆሙ : ወይረስይዎ : ሎሙ : ከመ : ርእስ : ወእይግበሩ : ምንተኒ : ግብረ : ዐቢያ : ወንኡስ : ዘእንበለ : በምክሩ : ወውእቱኒ : ካዕበ : ኤይግበር : ግብረ : ዐቢያ : ዘእንበለ : በምክረ : ኤጲስቆጶሳት : ኩሎሙ : ከመዝ : ያኩኑ : በአሐዳ : ኅብረት ።

፳፭ ዳግማዊኒ : ልዑኖዊ ። ሊቀ : ጳጳስና : ዘየንተ : ክርስቶስ : ውስተ : ዓለም : በእንተ : ዐቲበ : ሃይማኖት : ወመግብተ : መሃይምናን : በግብር : ሕጋዊት : መንፈሳዊት ። ወሳመት : ዘይቀውውም : ባቲ : ትእዛዝ : ሥሩዕ : ላዕለ : መሃይምናን : ወድልው : ላዕለ : ኩሎሙ : ወይእምር : በእንተአሁ : ሕግ : ወከዊና : ግእዝ ። ቀዳማዊስ : በእንተ : ዘተሠይመ ። ወዳግም : በእንተ : ግእዝ : ጠባይዕ : ዘለባውያን : ከመ : ይሳሥሁ : ሊቀ : ዘይመርሐሙ : ኅበ : እእምር : ፍኖተ : ጽድቅ : ወገበረ : ሠናይ : ወእምተወፍኖት : ኅበ : ርእስ : ዘይከልእሙ : እምሀምዖት ። ወይፈትሕ : ማእከሊሆሙ : በእንተ : ተጋእዞተ : ወተጸልእት ።

ሦስት : ወር : ከተቀመጠ : በኋላ : አጅ : ለመንሳት : ወደ : ጳጳሱ : ይሂድ ። ጳጳሱም : የኤጲስቆጶሳትን : ሕግጋት : መፈጸሙንና : በእነርሱም : መጽናቱን : ይፈትኑት : ዘንድ : ቆሞሱን : ወይም : ሊቀ : ካህናቱን : ወይም : ሊቀ : ዲያቆናቱን : ይዘዝ ። ፈጽሞ : ጠብቋቸው : ቢያገኙት : ያንገዜ : ሥራውን : ያጽናሉት ። በኤጲስቆጶስነቱም : እንዲጸናና : ትእዛዞቹን : እንዲቀበሉት : ያሠልጥነው ። ጳጳሳትም : ለሊቃና : ጳጳሳቶቻቸው : እንዲሁ : ያድርጉ ። ይህን : ሕግ : ለማያፈርስ : ሰው : ወየለት ። ሲኖዶስም : (ጉብኤ) : ያወግዘዋል ።

፳፫ ኒቅያ : ግወፄ ። ከጳጳሳት : ሥልጣን : በታች : ካሉት : ከኤጲስቆጶሳት : ወገን : እንዲ : እንኳ : ጳጳሳቸው : ሳያዝና : ሳይፈቅድ : ወደ : ሊቀ : ጳጳሳቱ : ሊሄድ : እይገባውም ። ከጳጳሳትና : ከኤጲስቆጶሳትም : ወገን : ማንም : በሆን : ያለ : ሊቀ : ጳጳሳቱ : ፈቃድ : ከንጉሥ : ዘንድ : መግባትን : እይፈልግ ። ይህን : ሕግ : ያፈረሰውን : ሁሉ : ሲኖዶስ : ያወግዘዋል ።

፳፬ ረሰጠጅ : ጳጅ ። የአውራጃው : ሁሉ : ኤጲስቆጶሳት : እሊቃቸው : ማን : እንደሆነ : ማወቅ : ይገባቸዋል ። እንደ : እሊቃም : ያድርጉት ። ታላቅ : ታናሽም : ሥራ : እርሱን : ሳያግክሩ : እይሥሩ ። እርሱም : ያግሞ : ያለ : ኤጲስቆጶሳቱ : ምክር : ታላቅ : ሥራ : እይሥራ ። ሁሉም እንዲህ : በእንድ : ስምምነት : ይሁኑ ።

፳፭ ሁለተኛው : ክፍል : ከልብ : የነቃ : ነው ። ሊቀ : ጳጳስና : ሃይማኖትን : ስለ : መጠበቅና : ምእመናንን : በመንፈሳዊና : በሕጋዊ : ሥራ : ለማስተዳደር : በዚህ : ዓለም : ስለ : ክርስቶስ : ነው ። ሹመቱ : የሚጸናበትም : ትእዛዝ : በምእመናን : ላይ : ተሠርታለች ። በሁሉ : ላይም : ተዘጋጅታለች ። ለእእርሱም : ሕግና : ልማድ : ያስረዳል ። መጀመሪያው : ስለ : ተሾመው : ያናገራል ። ሁለተኛውም : ስለ : አዋቂዎች : ልማዳዊ : ጠባይ : የሚናገር : ነው ። ወደ : እውነት : መንገድና : ወደ : መልካም : ሥራ : የሚመራቸውን : አሊቃ : ይፈልጉ : ዘንድ ። ከዚያል : የሚከለክላቸው : በጠብና : በክርክር : ጊዜ : በመካከላቸው : የሚፈርድ : አሊቃ : ከመቀበላቸው : የተነሣ ።

፳፮ ወሰዘ ተሰይመ ዘይደልዎ ይትረከብ ቀዋም ዘትእዛዝ ፡ ወድልወት ፡ ላሰለ ፡ ሰብእ እሰ ዮኅርዩ ፡ ፈድፋዶ ። ከመ ያኅረዩ ሊቀ ለሕዝብ ። ወትእዛዛትሰ ፡ ድልዋት ፡ ላለለ ፡ ሰብእ እሰ ዮኅርዩ ፡ ጅቱ ጸቲ ፡ እማንቱ ፡ ኣሕቲ ፡ እምኒሆን ፡ አእምሮ ፡ ርትፅ ፡ እንተ ዘከርኝ ውሰተ አንቀጽ ፡ ለማሰት ። ወካልእ ታኒ ፡ አእምሮ ፡ ከመ ፡ ይብጽሑ ፡ ቦቱ ፡ ኅበ ፡ ጥድቱ ፡ አእምሮቱ ፡ ለዘትደልዎ ፡ ዛቲ ፡ ሢመት ፡ ወሣልሰታ ፡ ከመ ፡ ያጥርዩ ፡ ምክረ ፡ ወጥበበ ፡ እሰ ፡ ይመርሑ ፡ ኅዘ ፡ ኅርዮቱ ፡ ለዘመኑ ፡ ውእቱ ፡ ዘይበቀፅ ፡ ለሰብእ ፡ ዝንቱ ፡ መዋ ፅል ፡ ወዘይኒይሰ ፡ ለሕግ ፡ ወምርሐቶሙ ፡ ዘያ ቀውም ፡ ወይኤምር ።

፳፯ ወትእዛዛት ለዘይደልዎ ሎቱ ጅቱ ከፍል እመጸሕፍት ፡ ወንዋ ፡ ተዘክረት ፡ በውሰተ ፡ ቀዳሚት ፡ እንቀጽ ፡ ኤጲስቆጶስ ። ወበእንተ ፡ ልቡናሁ ፡ ወይእቲ ፡ ፩ቱ ፡ ጸታ ። ቀዳሚሃ ፡ ሰላም ፡ ወድኅነተ ልብ ፡ ወአዛል እንተ ኢይትከሃል ፡ ዘእንበሌሆን ፡ ቀዋም ፡ ዘሊቅና ፡ ዘውእቶን ፡ ርእይ ፡ ወሰዝን ፡ ወልላን ፡ ወአእ ዳው ፡ ወአእጋር ። ወእምዝኒ ፡ ድኅነት ፡ እም ደዌያት ፡ ዘትከልእ ፡ እምተራክቦ ፡ ምስለ ፡ ሰብእ ፡ ሢመቱ ፡ ከከመ ፡ ዝልጋሴ ፡ ወለምጽ ። ወራብሰታ ፡ በዘይትፈጸም ፡ ሥርዓተ ፡ አመግብ ፡ ወበቀዳታት ፡ ሥን ፡ ግእዝ ፡ ወሥን ፡ ምክር ፡ ወእመክሮ ፡ ወጥበብ ።

፳፰ ወእምከመ ረከዙ ሰብእ ኅርዮት ብዙን ሰብእ ፡ ዘትትረክብ ፡ ውሰቴቶሙ ፡ ሥርዓተ ፡ ዛቲ ፡ ሢመት ፡ ይደሉ ፡ ከመ ፡ ያኅረዶም ፡ ለዘ ፍጹም ፡ እምኒሆሙ ፡ በሥርዓታቲሃ ፡ ወለዘያራ ጥኑ ፡ ሰብእ ፡ ለተአዝዞቱ ፡ ብዙኅ ። ወለእመ ፡ አበዩ ፡ ውእቱ ፡ እምኒሃ ፡ ወኢተወክፋ ፡ ለዩኅ ረዩ ፡ እምኒሆሙ ፡ ካልእ ። ወለእመ ፡ ኢኮን ፡ ካልእ ፡ ድልወ ፡ ኢመፍትው ፡ ያኅድግም ። ወለእመ ፡ ተረክቡ ፡ ፪ቱ ፡ እለ ፡ ዕሩያን ፡ በሥር ዓታቲሃ ፡ ያቅርቡ ፡ ወይሢምም ፡ ለዘይልሀቅ ፡ እምኒሆሙ ፡ በእንተ ፡ ፍድፋዶ ፡ መዋፅዕ ። ወባሕቱ ፡ እሰመ ፡ ልሃቅ ፡ መዋፅዕ ፡ ለገቢረ ፡

፳፯ የሚገባው ፡ በተሾመ ፡ ጊዜም ፡ በትእዛዝ ፡ መጽናት ፡ ይደረጋል ። ለሕዝቡ ፡ አሊቃን ይመርጡ ፡ ዘንድ ፡ ሰለሚመርጡ ፡ ሰዎች ፡ ፈጽሞ ፡ አግባብ ፡ አላቸው ። ለመራጮችም ፡ ትእዛዞች ፡ ተዘጋጅተውላቸዋል ። እነርሱም ፡ ሦስት ፡ ወገን ፡ ናቸው ። ከእነርሱ ፡ እንዲቱ ፡ ዘእንቀጽ ፡ ሰማዕት ፡ የተናገርናት ፡ የቀናች ፡ እውቀት ፡ ናት ። ውለተኛዬቲም ፡ ለዘሀ ሹመት ፡ የሚዘቃውን ፡ ወይ ፡ ማመን ፡ የምታ ደርሰ ፡ እውቀት ፡ ናት ። ሦስተኛዬቲም ፡ ለዘ መኑ ፡ የሚሰማውን ፡ ወይ ፡ መምረጥ ፡ የሚ መሩትን ፡ ጥበብንና ፡ ምክርን ፡ ያገኙ ፡ ዘንድ ፡ ነው ። እርሱም ፡ በዘመኑ ፡ ለሚኖሩ ፡ ሰዎች ፡ የሚጠቅም ፡ ሕግን ፡ ለመጠበቅና ፡ ለማሰተ ማር ፡ የሚሰማማ ፡ የሚያጽናና ፡ የሚያስረዳ ፡ ነው ።

፳፰ ለእርሱ ፡ የሚገቡትም ፡ ትእዛዞች ፡ ከመጸሕ ፍት ፡ ፪ ፡ ከፍሎች ፡ ናቸው ። እነሆ ፡ በአንቀጽ ፡ ኤጲስቆጶሳት ፡ በመጀመሪያው ፡ ተነገረች ። ሰለ ፡ አእምሮውም ፡ ተነግራለች ። እርሰዋም ፡ አራት ፡ ወገን ፡ ናት ። መጀመሪያዋ ፡ ያለነርሱ ፡ በሹመት ፡ ጸንቶ ፡ መኖር ፡ የማይቻል ፡ የአካ ልና ፡ የልብ ፡ ድኅነት ፡ ሰላም ፡ ናቸው ። እነር ሱም ፡ ዓይን ፡ ጀሮ ፡ አንደበት ፡ እጆችና ፡ እግ ሮች ፡ ናቸው ። ከዚህም ፡ በኋላ ፡ ከተሾመባ ቸው ፡ ሰዎች ፡ ጋር ፡ መገናኘትን ፡ ከምትከለከ ለው ፡ ደዌ ፡ መዳን ፡ ነው ። ይህም ፡ እንደ ፡ ደዌ ሥጋ ፡ እንደ ፡ ለምጽ ፡ ያለ ፡ ነው ። አራተኛ ዋም ፡ የአስተዳደር ፡ ሥን ፡ ሥርዓትና ፡ ጥቅም ፡ በኃ ፡ ምግባር ፡ በኃ ፡ ምክርና ፡ ጥበብ ፡ ፍጹም ፡ የሚሆንበትን ፡ ትናገራለች ።

፳፯ መራጮች ፡ የዚህች ፡ ሹመት ፡ ሥርዓት ፡ የም ትገኝባቸውን ፡ ብዙ ፡ ሰዎች ፡ በያገኙ ፡ በሥር ዓትዋ ፡ ከነርሱ ፡ ፍጹም ፡ የሆነውንና ፡ ሰዎች ፡ ብዙ ፡ ጊዜ ፡ ፈጥነው ፡ የሚታዘዙለትን ፡ ሊመር ጡት ፡ ይገባል ። የተመረጠውም ፡ እምቢ ፡ ብሎ ፡ ባይቀበላት ፡ ከነርሱ ፡ ሌላውን ፡ ይም ረጡ ። ሌላው ፡ በቂ ፡ ሆኖ ፡ ባይገኝ ፡ ሊተወት ፡ አይገባም ። በሥርዓቶቿ ፡ ሁለቱም ፡ ተካክ ለው ፡ ቢገኙ ፡ ከነርሱ ፡ በዘመን ፡ የሚበልጠ ውን ፡ አቅርበው ፡ ይሹመት ። ነገር ፡ ግን ፡ በዘመን ፡ የሚበልጠውን ፡ መሾም ፡ ሕግን ፡ ለመፈጸም ፡ ተሰማሚ ፡ አይደለም ። በዘመን ፡

አንቀጽ : ፱ ።

በለ : ሊቃና : ጳጳሳት ።

ሥርዓት : ኢኮነ : ሥርዓተ ፣ ወለአመኒ : ተሠ
ይመ : ዘይንእሶመ : በመዋዕል : እምደለወ ።
ወለአመ : ኮነ : ፩ዱ : እምኔሆመ : ዘያፈደፍድ :
አእምሮ : ወካልኦኒ : ዘያህኒ : አመግቦተ ፣
ይረሰይዎ : ኖላዌ : ለዘይፈቅዶ : ፍትሐ : ዝኩ :
ዘመን ።

፳፱ ወለአመ : ኮነት : መፍቅድ : ኅበ : ፍድፋዴ :
አእምሮ : መጻሕፍት : በምክንያተ : እስተርእ
ዮተ : ዕልወታት ፣ ይሂምዎ : ለማእምረ : መጻ
ሕፍት ። ወለአመኒ : ኮነት : መፍቅድ : ኅበ :
ሠናዮ : ምግብና : ይሂምዎ : ለበይሚግብ : በሠ
ናይ ። ወአመሰ : ኮነ : ዕሩዮ : ተጋእዞቶመ :
እምኮሎ : ፍና : ወተጋእዞ : ከመ : ይሂመ :
ካልአኒሆመ : ይግባእ : ግብሮመ : ኅበ : ዕሃ :
በዲበ : ታቦት ። ወይኔይሰ : ኅርዮተ : ካልአ
ኒሆመ : ለአመ : ተረክቡ ። እሰመ : ተጋእ
ዞቶመ : በእንቲእሃ : ያቄሰሎመ ። ወእኮ :
ረኪቦተ : ትሩፈ : ምግባር : ዘይክልእ : ለንኡሰ :
መዓርግ : ለአመ : ኮነ : ፍጹመ : ለዐቲበ : ሥር
ዓታት ። እሰመ : ፍድፋዴ : ትሩፋት : ትበ
ጽሕ : ውስተ : ኅርዮት ። ወእኮ : ዘተዐዱ :
ውስተ : ሥርዓታት : ድልዋት ። ወለሰብእ :
ኅርዮት : ይደልዎመ : ከመ : የሀብዋ : ለሃቲ :
ሂመት : ለዘድልወ : ላቲ ። ወአመሰ : እበዩ :
ይክውኖመ : አበላ ።

፳፻ ወአይደሉ : ከመ : ትኩን : ዛቲ : ሂመት :
ለጃቱ : በ፩ዱ : ዘመን ፣ ወበ፩ዱ : መንበር ።
ወአመሰ : ኮነ : ዝ : በ፩ : ሀገር : ትጽናዕ : ለዘ
ተሠይመ : ቅድመ ። ወለአመኒ : ተውሀበት :
ለአለ : ይደልዎመ : ውስተ : ፪ቱ : አህጉር :
ትቁም : ለዘተውሀበት : ሎቲ : ቅድመ : ውስተ
መካን : ዘደለወት : ቦቲ : ልማድ ። ወለአመ :
ኮነ : ዝንቱ : ውስተ : ብሔር : አሐቲ : ትቁም :
ለዘተሠይመ : ቅድመ ። ወለአመ : ኮነ : ዝንቱ :
በ፩ : ጊዜ : ይደሉ : ለለ፩ : እምኔሆመ : ይግ
ድፋ : እምላዕለ : ነፍሱ : ወይደልዎመ : ለአለ :
ዮኅርዮ : ከመ : ይኅረይዎ : ለዘተይመ : ተሠ
ይም : እምኔሆመ : ባቲ : ወለአመ : ተዓረዮ :
ይኩን : በዕፃ : ዘታቦት : ወይቁመ ።

፴፩ ወለአመ : እዘዘ : በእንቲእሃ : ተሠያሚሃ : ለዘ
ይሠየም : እምድኅረሁ : እኮ : ዘየእክል : በእን
ቲእሃ : ትእዛዘ : ዘእሁ ። አላ : ያቅድመ : ተኅ
ርዮተ : ዘእሁ : ከመ : ካልአኒሁ ። ወይኩን :

የሚያንሰው : ቢሾም : በተገባው : ነበር ። ከነ
ርሱ : እንዱ : አብዝቶ : የተማረ : ቢሆን : ሁለ
ተኛውም : እስተዳዳሪነትን : ሀዋቂ : ቢሆን :
ጊዜ : የሚፈቅደውን : ይሹሙት ።

፳፱ ክሀደቶች : በመብዛታቸው : ምክንያት : መጻ
ሕፍትን : አብዝቶ : የተማረው : ቢፈለግ :
መጽሐፍ : ሀዋቂውን : ይሹሙት ። የተፈለገው
መልካም : እስተዳዳሪን : ለማግኘት : ቢሆን :
በበኃ : እስተዳደር : የሚያስተዳድረውን : ይሹ
ሙት ። በሁሉም : መንገድ : ክርክራቸው :
እኩል : ቢሆን ፣ ወዳጆቻቸውንም ፣ ለመሾም :
ቢከራከሩ : በታቦት ፣ ላይ : ዕጣ : ይጣሉ ። ቢያ
ገኙስ : ሌሎችን : መምረጥ : ይሻላል ። በዚህ ፣
ምክንያት : መከራከራቸው : ያቆሰላቸዋልና ።
በምግባር : በትሩፋት : ፍጹም : የሆነውን :
ማግኘት ፣ ሥርዓቱን : ለመፈጸም : ፍጹም :
ከሆነ : ዘንድ : በማዕርግ : ያነሰውን : ከሹሙት ፣
የሚከለክለው : አይደለም ። ምግባር : ትሩፋ
ት : ለመመረጥ : ታቦታላችና ። የተሠሩትን :
ሕጎች : ግን : የምታፈርስ : አይደለችም ።
መራጮች : ይህችን : ሹሙት : ለሚገባው :
ሰው : መስጠት : ይገባቸዋል ። ይህንንም :
ባያደርጉ : ኃጢአት : ይሆንባቸዋል ።

፳፻ ይህች : ሹሙት : በ፩ : ዘመንና : በ፩ : ሀገር :
ለሁለት : ሰዎች : ልትሆን : አይገባም ። ይህ ፣
በእንድ : ሀገር : ከተደረገ : ግን : አስቀድሞ :
ለተሾመው : ትጽና ። ለሚገባቸው : ሰዎች :
በሁለት : ሀገሮች : በትሰጥ : ልማድ : ተገቢ ።
በሚያደርገው : አገር : አስቀድሞ : ለተሾመው :
ትጽናለት ። ይህ : በእንዲት : ቦታ : ቢሆን :
አስቀድሞ : ለተሾመው : ትጽና ። ይህ : በእ
ንድ : ጊዜ : ቢሆን : ከነርሱ : እንዱም : እንዱ :
ሊተዋት : ይገባል ። መራጮችም : አስቀድሞ :
የተሾመውን : መምረጥ : ይገባቸዋል ። ተካክ
ለው : ቢገኙ : በታቦቲ : ፊት : ቁመው : በዕጣ :
ዮሁን ።

፳፻ ሹም : የነበረው : ከአርሱ : ቀጥሎ : ለሚሾ
መው : ሰው : ቢያዝ : የአርሱ : ትእዛዝ : በቂ ፣
አይደለም ። እንደ : ጓደኞቹ : ይምረጡት ፣
አንጂ ። ይኸውም : ነውር : ከሌለበት : ከት

ዝንቱ ፡ እምትጋህ ፡ ሥራሑ ፡ ዘአልቦ ፡ ውሰ
ቴቱ ፡ ነውር ፡

ጋቱ ፡ የተነሣ ፡ ይሁን ፡

፪ ወይደልዎሙ ፡ ለሕዝብ ፡ ከመ ፡ ያእምሩ ፡ ተሠ
ያሚሃ ፡ በሰሙ ፡ ወእርአያሁ ፡ ወግእዙ ፡ ወእ
ደሉ ፡ ከመ ፡ ያጠይቆ ፡ በዓይኑ ፡ ወእስተሐም
ሞተ ፡ ፩ዱ ፡ እምኔሆሙ ፡ ዘእንበለ ፡ በግብር ፡
እምብብእ ፡ ገርየት ፡ ወይደልዎ ፡ ሎቱ ፡ ላዕሳ
እዘዘ ፡ ግብራት ፡ ወክሎሙ ፡ ይጠይቁ ፡ ኪያሁ ፡
ግብረ ፡ ከዋኖቱ ፡ ሎቱ ፡ ወይደልወ ፡ በመዳ
ልው ፡ ለእመ ፡ ተረከቡ ፡ ኅቤሁ ፡ ፩ቱ ፡ ግብ
ራት ፡

፪ ሕዝቡም ፡ የሚሾመውን ሰው ፡ በሰሙና ፡ በመ
ልኩ ፡ በጠባዩም ፡ ሊያውቁት ፡ ይገባል ፡ ከመ
ራሞች ፡ ወገን ፡ በሥራው ፡ እንጂ ፡ በዓይኑ ፡
እንዱ ፡ እንኳ ፡ ጠቅሶ ፡ ሊያሳየው ፡ አይገባ
ውም ፡ እርሱም ፡ በሥርዓት ፡ ጸንቶ ፡ መኖር ፡
ይገባዋል ፡ ሁሉም ፡ ለእርሱ ፡ የሚገባውን ፡
እርሱን ፡ ይጠይቁ ፡ እምስቱ ፡ ግብራት ፡ በእ
ርሱ ፡ ዘንድ ፡ ይገኙ ፡ እንደሆነም ፡ ይመዝኑ ፡
ይመርምሩ ፡

፫ ፩ዱ ፡ እምኔሆሙ ፡ ዐቀብ ፡ ሃይማኖት ፡ በከመ ፡
ተሠርዐ ፡ እመሠረቱ ፡ ወዘቆመ ፡ በእስተጋ
ብእ ፡ እምቃለ ፡ ሐዋርያት ፡ እምዝኒ ፡ ማገበ
ራት ፡ ውኩፋት ፡ ወእምዝኒ ፡ ማገበረ ፡ አበው ፡
እለ ፡ ተጋብኡ ፡ ለተወከፎተ ፡ ቃሎሙ ፡ በመ
ተረ ፡ ዕልወታቲሆሙ ፡ ለፍሉጣን ፡ እምሃይማ
ኖት ፡ ወሥዒረ ፡ ሀክክ ፡ በዘትከውን ፡ ሃይማ
ኖት ፡ ዕቅብተ ፡ እምዕቅፍት ፡ ወሕዝብኒ ፡ ይር
ከቡ ፡ ዳጎና ፡ እምነ ፡ ዳጎፃት ፡

፫ ከእነርሱ ፡ እንዱ ፡ በመጽሐፍ ፡ እንደ ፡ ተጻ
ፈው ፡ ሃይማኖትን ፡ መጠበቅና ፡ ከሐዋርያት ፡
ቃል ፡ በመሰብሰብ ፡ የጸና ፡ መሆን ፡ ነው ፡
ከዚህም ፡ በኋላ ፡ ሊቀበሏቸው ፡ የተገባ ፡ ማገ
በሮችን ፡ መቀበል ፡ ነው ፡ ከዚህም ፡ ቀጥሎ ፡
ከሃይማኖት ፡ የተለዩትን ፡ ከህደቶች ፡ በመለ
የት ፡ ቃላቸውን ፡ ለመቀበል ፡ የተሰበሰቡትን ፡
የእበውን ፡ ማገበር ፡ መቀበል ፡ ነው ፡ ሃይማ
ኖት ፡ ከጥርጥር ፡ የተጠበቀች ፡ በምትሆን ፡
ገንዘብ ፡ ጠብ ፡ ከርክርን ፡ ለማራቅ ፡ ሕዝቡም ፡
ከመሰነካከል ፡ ድጎነትን ፡ እንዲያገኙ ፡ ለማድ
ረግ ፡ የተሰበሰቡትን ፡

፬ ወዳግማዊ ፡ እውዕለተ ፡ ፍትሕ ፡ በጽድቅ ፡
ወመተረ ፡ ጋእዛት ፡

፬ ሁለተኛው ፡ ፍርድን ፡ በእውነት ፡ መስጠትና ፡
ጠብ ፡ ከርክርን ፡ ማራቅ ፡ ነው ፡

፭ ወግልሰ ፡ አብዝኖ ፡ ሀብት ፡ ለእለ ፡ ይደልዎሙ
ዘእንበለ ፡ አከብሮተ ፡ አሐዱ ፡ ወእ.አሕጽጽት ፡
ወውሂቦቱሂ ፡ በአሐዱ ፡ ጊዜ ፡ እንዘ ፡ ኢያቀ
ድም ፡ ወኢያስተድገር ፡

፭ ሦስተኛው ፡ ለሚገባቸው ፡ ሰዎች ፡ ለእንዱ ፡
ሳያበልጥ ፡ ለእንዱ ፡ ሳያሳገሰ ፡ ሀብትን ፡ (ሰጦ
ታን) ፡ አብዝቶ ፡ መስጠት ፡ ነው ፡ አሰጣጡም ፡
ሳያዘገይና ፡ ሳያስቀድም ፡ በእንድ ፡ ጊዜ ፡
ይሁን ፡

፮ ወራብዕ ፡ ሠይመ ፡ ግ.መታት ፡ ለእለ ፡ ይደል
ዎሙ ፡ ወእስተዳልዎ ፡ ንዋያት ፡ በእንተ ፡ ምጽ
ዋት ፡ ለኔራን ፡ ወለምእመናን ፡

፮ አራተኛው ፡ የሚገባቸውን ፡ ሰዎች ፡ መሾም ፡
ነው ፡ ለደጎችና ፡ ለምእመናንም ፡ ሰለ ፡ ምጽ
ዋት ፡ ገንዘብ ፡ መሰብሰብ ፡ ነው ፡

፯ ወጎምስ ፡ ከመ ፡ ይርእይ ፡ ግብራተ ፡ ክሱ ፡
ወይደልዎን ፡ ለግብራት ፡ ድልዋት ፡ በነፍሱ ፡
ወይብል ፡ ይበቀራላ ፡ ዘአባሕክምሙ ፡ ውሰተ ፡
ክሱ ፡ ምግባራት ፡ ወኢይፍጥር ፡ ካልአ ፡ በር
እሱ ፡ ረባሐ ፡ ክሱ ፡ ግብራት ፡ ወኢይትገበር ፡
ግብረ ፡ ጣዕማት ፡ ወኢለገቢረ ፡ ቅንየት ፡ ሎቱ ፡
እሰመ ፡ ቅንየትሰ ፡ ውእቱ ፡ ለእግዚአብሔር ፡
ባሕቲቱ ፡ ዘእንበለ ፡ ጊዜ ፡ ውሱን ፡ ወይደልዎ ፡
ሎቱ ፡ ከመ ፡ ደትማከሮሙ ፡ ለሰብእ ፡ እእ

፯ እምስተኛውም ፡ የሁሉን ፡ ሥራ ፡ ይመረምር ፡
ዘንድ ፡ ነው ፡ የሚገቡትን ፡ ሥራዎች ፡ እርሱ ፡
ራሱ ፡ ይመርምር ፡ በሥራው ፡ ሁሉ ፡ ያሠሰጠ
ንኋቸው ፡ ይበቃኛል ፡ እይበል ፡ ለራሱ ፡
ጥሪት ፡ እያብጅ ፡ የላመ ፡ የጣመ ፡ ለመቅመስ ፡
ታዘዙኝ ፡ ለማለትም ፡ እይድከም ፡ ጊዜ ፡ ሳይ
ወሰኑ ፡ መገዛት ፡ ለእግዚአብሔር ፡ ብቻ ፡
ነውና ፡ የእውቀት ፡ ሰዎችን ፡ ሰለ ፡ ፍርድና ፡
ሰለ ፡ ቅጣት ፡ ሊያማከራቸው ፡ ይገባዋል ፡

አንቀጽ : ፭ ።

ምር : በእንተ : ሁነኔ : ወፍትሕ : ወሰብላ : ምክር፤ በእንተ : ምክር : ዘእንበለ : ነሢት : ወእፍልሶ : ወዘእንበለ : እሲር : ወፈቲሕ ። ወሰለመ : እንጎ : ቀዋመ : ዘዘደደልዎ : ወያዘ ልፍ : ምሂረ : ትእዛዛት : ይደልዎሙ : ተአዝ ዙቲ : ወእዕብዮቲ : ወእከብርቲ : ወእጽድቆተ : ቃሉ ። ወሰለመ : ኮነ : ዕንቡዝ : ልቡናሁ : ወኮነ : ይሴፈዉ : ተፈውሶቶ : ይጽንሕዎ ። ወእመስ : ኢይሴፈዉ : ወኮነ : ዘመን : ሕግሙ : ጎዳጠ : ጥቀ : ኢይክልእዎ : እምእዝልፎተ : ሢመት : ሎቲ ። ወሰለመስ : በዝጎ : እምዘመን : ተፈውሶ : ይክልእዎ ።

፪፯ ወእኮ : ሁሉ : ዘይትከላእ : እምእኒዘ : ሢመት : በእንተ : ደዌ : ጎላፊ : ሰለመ : ይረከብ : በድ ጎሬሁ : ጥፂና ። እስመ : እኒዘ : ሢመት : ትቁም : ሎቲ : እስከ : የጎሥሥ : ሎቲ : ዳጎና : ፍጽምተ : ወሰፀእትስ : እምሢመት : ይትረ ከብ : ውስቴቲ : ሕጻት : ፍጹም : ወሶበሂ : ተሞ ቅሕ : በሐብስ : ደዌ : ወዘይመስሎ : ለዝንቲ : ድልው : ሎቲ : ከመ : ይጽንሕዎ : በእንተ : ዘይሴፎ : ድኒነ ። ወእመስ : ኖጎ : ዘመን : ደዌሁ : መፍትው : ለሰብእ : ጎርየት : ከመ : ይሢመ : ሀየንቴሁ : ካልእ : ዘይተልዎ ። ወሰ እመኒ : ይትፈወስ : ድጎረ : መፍትው : ውእቲ : ከመ : ይሠየም : ሀየንቴሁ : ሕያው : በመባ ሕተ : ድዉይ : እስከ : ይትፈወስ : ወይጎብእ : ጎበ : መንበሩ ። ወሰለመስ : ተዐውቀ : ከመ : ይመውት : ወኢይትፈወስ : መፍትው : ይሠ የም : ካልእ : በከመ : ነገርነ : ቀዳሚ ።

፪፰ ወፈጽሞተ : ነገር : በእንተ : ሊቀ : ጳጳሳት : ወሥርዓተ : ሢመቲ : ወዘይመስሎ : ለዝንቲ : ተነግረ : በቀኖናት : ከመ : ሊቀ : ጳጳሳት : ወእ ይሠየሙ : ኤጲስቆጶሳት : ዘብሔረ : መንበሩ : እንበለ : ሊቀ : ጳጳሳት : በዓለ : መንበር : ዘእስ ከንድርያ ።

አንቀጽ : ፮ ።

በእንተ : ኤጲስቆጶሳት ።

፺ ኤጲስቆጶሳት : ከመ : ኖላዊ : በከመ : ተነግረ : በዲድስቅልያ ። ወርእየቲ : ወሀላዌሁ : ይኩን : በ፫ : ገጸት : ቀዳማዊ : እምቅድመ : ጎርየቲ : ወሢመቲ : ወዳግም : ግብረ : ጎርየቲ : ወሣ

ስለ : ኤጲስቆጶሳት ።

የምክር : ሰዎችንም : ያለ : ማፍረስና : ያለ : ማፍለስ : ያለ : ማስርና : ያለመፍታት : ሊያማ ከራቸው : ይገባዋል ። በሚገባው : ጸንቶ : ቢኖር : ሕገጋትንም : ማስተማር : ቢያዘወትር : ሊታዘዙለትና : ፈጽሞ : ሊያከብሩት : ቃሉንም : ሊቀበሉት : ይገባቸዋል ። እእምሮውን : ያጣ : ቢሆንም : ይድናል : ብለው : ተስፋ : የሚያደርጉት : ከሆነ : ይጠብቁት ። ይድናል : ብለው : ተስፋ : ባያደርጉ : ግን : የታመመበትም : ዘመን : በጣም : ጥቂት : ቢሆን : ከሹመት : እይሻሩት ። ከመጻን : ቢዘገይ : ግን : ይሻሩት ።

፪፱ በኋላ : የሚድን : ከሆነ : በሚያልፍ : በሽታ : ምክንያት : ሹመትን : ከመያዝ : ሰው : ሁሉ : የሚከለክል : እይደለም ። ፍጹም : ድጎነትን : እስኪያገኝ : ድረስ : ልትጻፍለት : ይገባልና ። ከሹመት : መሻር : ግን : ፍጹም : ጉድለት : ይገኝበታል ። በደዌ : ገመድና : በሚመስለው ም : ቢያዝ : ድጎነትን : ተስፋ : ስለሚያደርግ : ሊጠብቁት : ይገባል ። የበሽታው : ዘመን : ቢበዛ : መራሮች : በእርሱ : ፈንታ : ሌላውን : ሊሾሙ : ይገባቸዋል ። በኋላም : ቢድን : እስኪ ድንና : ወደ : መንበሩ : እስኪመሰስ : ድረስ : ጤነኛው : ሰው : በበሽተኛው : ፈቃድ : ስለእርሱ : ሆኖ : ሊሾም : ይገባዋል ። እንደማይድንና : እንደሚሞት : ቢታወቅ : ግን : አስቀድመን : እንደ : ተናገርን : ሌላው : ሊሾም : ይገባዋል ።

፪፻ ስለ : ሊቃነ : ጳጳሳት : የነገሩ : መጨረሻ : የሹመቱም : ሥርዓት : ይህን : የሚመስለውም : ለሊቀ : ጳጳሳት : የሚገባው : በመጻሕፍት : ተነገረ ። ያለ : እስክንድርያው : ሊቀ : ጳጳሳት : ፈቃድ : በሀገረ : መንበሩ : ውስጥ : ያሉ : ኤጲስቆጶሳት : እይሹሙ ።

አንቀጽ : ፭ ።

ስለ : ኤጲስቆጶሳት ።

፺ ኤጲስቆጶሳት : በዲድስቅልያ : እንደ : ተነገረ : እንደ : ጠባቂ : ነው ። እስተያየቱና : አኗኗሩ : በ፫ : ወገን : ይሁን ። መጀመሪያው : ከመመረጡና : ከመሾሙ : በፊት : ሁለተኛው : የአው

አንቀጽ : ፭ =

በለ : ኤሊስቆስጎት =

ለሰ፣ እምድጎረ : ሢመቱ : ፍጽምት =

፳፩ ቀዳማዊትሰ : ትትከፈል : ጎበ : ፫ : አከፋል : አሐቲ : እምኔሆን : እንተ : ታጤይቅ : ከመ : ውለቱ : ድልው : ለኤሊስቆስጎት : ወካልእ ታሂ : ምክንያት : እንተ : ትከልእ : ሎቱ : እምኔሃ : ወሣልሰታ : በዘኢይደልም : ወኢይከ ልእም : አላ : ኤሊስቆስጎት : ምሰሌሃ : ድልው : ሎቱ =

፳፪ ወድልወትሰ : ጭቱ : ይእቲ : ቀዳሚት : ወዳግ ሚት : ወሣልሲት : ወራብዒት : በእንተ : ሐረቱ : ወግዕዙ : ወሕይወቱ : ወተጋርዮቱ =

፳፫ ይቤ : ጳውሎስ : ሐዋርያ : ጤት : ዘፀቱ : “ወእ መን : ውለቱ : ነገሩ : እስመ : ሰእመ : አፍ ቀረ : ፩ጾ : ከመ : ይሠየም : ኤሊስቆስጎት : ነዋ : አፍቀረ : ግብረ : ሠናየ = ወነዋ : ይደሉ : ይኩን : ኤሊስቆስጎት : ዘኢተረከበ : ውስቴቱ : ነውር = ወዘእውሰበ : አሐተ : ብእሲተ : ዘን ቁህ : በጎሊናሁ : ውለቱ : ጠቢብ : ወመናዝዝ : ወመፍቀሬ : ነግድ : መምህር : ዘኢያበዝጎ : ስትየ : ወይን : ወዘኢያፈጥን : አዴሁ : ለዘበጡ = አላ : ይኩን : ትሑተ : ወኢይኩን : ተጋእዜ : ወኢመፍቀሬ : ንዋይ : ወዘያሜኒ : ሠሪዐ : ቤቱ ወሕዕነተ : ደቂቁ : ወዘያሜሮመ : ጎበ : ተአ ዝዞት : ወዙሉ : ንጽሕ = እመሰ : ውለቱ : ዘኢ ያሜኒ : ሠሪዐ : ቤቱ : እር : ያሜኒ : ሠሪዐ : ቤተ : እግዚአብሔር : ወቤተ : ክርስቲያኑ = ወኢይኩን : ተክለ : ሐዲስ : ከመ : ኢይዘጎር = ወኢይደቅ : ውስተ : ሥቃየ : ሰይጣን” : ወይ ደሉ : ካዕበ : ከመ : ይኩንም : ሎቱ : ሰማዕተ : በሠናይ : እምዐላውያን : ዚእነ : በሃይማኖት : ከመ : ኢይደቅ : ውስተ : ትዕይርት : ወውስተ : አሕባለ : ሰይጣን =

፳፬ ድስቅ : ፬ቱ : ወከመዝ : ሰማዕናሁ : ለእግዚ እነ : ኢየሱስ : ክርስቶስ : እንዘ : ይብል : ይደልም : ለኖላዊ : ዘይሠይምም : ኤሊስቆስጎት : ለአብያተ : ክርስቲያናት : ዘውስተ : ዙሉ : መካን : ከመ : ይኩን : ዘእንበለ : ሒስ : ወኢጌ

ራረጡ : ሥራ : ሦስተኛውም : ፈጽሞ : ከተ ሾመ : በኋላ : ያለው : ነው =

፳፭ መጀመሪያዬቱ : በሦስት : ከፍሎች : ትከፈላ ስች = ከነርሱ : እንዲቱ : ለኤሊስቆስጎት : የበቃ : መሆኑን : የምታሰረዳ : ናት = ሁለተ ኛዬቱም : እርሱን : ከእርሰዋ : (ከሹመት) : የምትከለክል : ምክንያት : ናት = ሦስተኛ ሞም : የማይገባውንና : የማይከለክልበትን : ታሰረዳለች : ክርሰዋ : ጋር : ኤሊስቆስጎት : ይገባዋል : እንጂ =

፳፮ ለሹመት : የሚበቃባቸው : ሥራዎች : ፳ : ናቸው = እንደኛዋና : ሁለተኛዋ : ሦስተኛዋ : አራተኛዋ : ስለ : አፈኗና : ስለ : ጠባዩ : ስለ : ሕይወቱና : ስለ : አመራረጡ : ትናገራ ስች =

፳፯ ሐዋርያው : ጳውሎስ : ጤት : ፩ : (፩ጤዋ : ፫ : ፩-፯) = እንዲህ : አለ = አንድ : ሰው : ኤሊስቆ ጳስነትን : ሊሾም : ቢወድ : እነሆ : መልካም : ሥራን : ወደደ = ነውር : የሌለበት : ሰው : ኤሊ ስቆስጎት : ይሆን : ዘንድ : ይገባል = እንዲት : ሴት : ያገባ : በሐላቡ : ንቁ : የሆነ : አዋቂ : የሚያረጋጋ : እንግዳ : ተቀባይ : መጠዋ : የማ ያበዛ : መምህር : ይሁን = ትሑት : ይሁን : እንጂ : ለመማታት : እጁን : የማያፋጥን : መሆን : ይገባዋል = ተከራካሪና : ገንዘብ : ወዳጅ : አይሁን = ቤተ : ሰቡን : የሚያስተዳ ድርና : ልጆቹን : በሚገባ : የሚያላድግ : ወደ : መቃዘዝና : ወደ : ንጽሕና : የሚያደርሳቸውም : ይሁን = እርሱ : ቤተ : ሰቡን : በሚገባ : የማያ ስተዳድር : ከሆነ : የእግዚአብሔርን : ቤትና : የክርስቲያንን : ቤተ : ሰብ : እንዲት : ያስተዳ ድራል ? = ሐዲስ : ተክል : በሃይማኖት : አይ ሁን = እንዳይታይ : በሰይጣን : ፈተናም : እንዳይወድቅ = ዳግመኛም : በሃይማኖት : ከኛ : ውጭ : የሆኑት : ሰዎች : በመልካም : ሥራው : የመስክሩለት : መሆን : ይገባዋል = በትዕቢ ትና : በሰይጣን : አሸክላ : እንዳይወድቅ =

፳፰ ድስቅ : ፩ = ጌታችን : ኢየሱስ : ክርስቶስ : እን ዲህ : ብሎ : ሲናገር : ሰማነው : በየቦታው : ላሉ : አብያተ : ክርስቲያናት : ኤሊስቆስጎት : ሆኖ : የሚሾመው : ጠባቂ : ያለ : ነውርና : ያለ : በደል : ይሁን = ከሰው : ሁሉ : በደል : የነጻ :

አንቀጽ ፩ =

ጋዩ ። ወይኩን ፡ ንጹሐ ፡ እምነሱ ፡ ዓመፃ ፡ ዘሰብአ ፡ ወዘእኩን ፡ ሕይወቱ ፡ ሕጽጽ ፡ እምሃ ፡ ዓም ። ወለእመ ፡ ተከህሎ ፡ ለዮኩን ፡ ምሉእ ፡ እምነሱ ፡ ትምህርት ፡ ወተግግሶ ፡ ወግእምረ ፡ ነገር ፡ በቃሉ ።

፹፩ ወለእመ ፡ ኮነ ፡ መንበሩ ፡ ንእሱ ፡ ወእረከቡ ፡ ዘብዙሃ ፡ ዓመቱ ፡ ዐዘሃ ፡ ልህቅናሁ ፡ አላ ፡ ረከቡ ፡ ሕጽጽ ፡ በዓመተ ፡ ልህቅናሁ ፡ ዘይከውኑ ፡ ሎቱ ፡ በምዕ ፡ እለ ፡ ይነብሩ ፡ ምሰሌሁ ፡ ከመ ፡ ውእቱ ፡ ድልው ፡ ለእዲቆጶስና ፡ ወከመ ፡ ውእቱ ፡ ነዋ ፡ እርእዮ ፡ ዘውርዘውናሁ ፡ ግብረ ፡ እእሩግ ፡ በፍሥሐ ፡ ወበሥርዓት ፡ ወጥበብ ፡ ወለዝንቲኒ ፡ ይደሉ ፡ ከመ ፡ ይፋትንም ፡ ወለእመ ፡ ተረከበ ፡ በከመ ፡ ኮንም ፡ ለምዕ ፡ ይሚምም ፡ በሰላም ።

፹፪ ወለእመ ፡ ኮነ ፡ ንእሱ ፡ እው ፡ ዐበዮ ፡ ወይኩን ፡ ፍሥሐ ፡ ወትሑቲ ፡ ወሀዲአ ፡ እሰመ ፡ እግዚአብሔር ፡ ይቤ ፡ በእሪ ፡ እሳይያሰ ፡ ነቢይ ፡ ግሰ ፡ መኑ ፡ እጽጸር ፡ ዘእንበለ ፡ ግበ ፡ ትሑታን ፡ ወየዋሃን ፡ እለ ፡ ይርዕዱ ፡ እምቃልዮ ፡ ዘከሉ ፡ ዘመን ፡ ። ወከማሁ ፡ ይቤ ፡ ዘመንጌልኒ ፡ ካዕበ ፡ በጅ ፡ ምዕራፍ ፡ ብፁዓን ፡ የዋሃን ፡ እሰመ ፡ እመንቱ ፡ ይወርሰዋ ፡ ለምድር ፡ ወይኩን ፡ መሐሪ ፡ እሰመ ፡ ይቤ ፡ ብፁዓን ፡ መሐርያን ፡ እሰመ ፡ ሎሙኒ ፡ ይምሕርምሙ ። ወይኩን ፡ ዘዓለ ፡ ሰላም ፡ እሰመ ፡ ውእቱ ፡ ይቤ ፡ ብፁዓን ፡ ገብርያን ፡ ሰላም ፡ እሰመ ፡ እመንቱ ፡ ውሉደ ፡ እግዚአብሔር ፡ ይሰመዩ ። ወለትኩን ፡ ሕሊናሁ ፡ ሠናይቲ ፡ ወንጽሕተ ፡ እምነሱ ፡ እከዩ ፡ ወዐመፃ ፡ እሰመ ፡ ውእቱ ፡ ይቤ ፡ ብፁዓን ፡ ንጹሐን ፡ ልብ ፡ እሰመ ፡ እመንቱ ፡ ይሪእድም ፡ ለእግዚአብሔር ።

፹፫ ወይኩን ፡ ተዓጋዜ ፡ ቀዋሚ ፡ በከሉ ፡ ሥርዓት ፡ ሠናይ ፡ እይኩን ፡ ተሃዋኪ ፡ ወእሰካሪ ፡ ወእቀጡዐ ፡ ወእመፍቀሪ ፡ ንዋይ ፡ ወወርቅ ፡ ወይፍትንም ፡ ካዕበ ፡ ከመ ፡ ይኩን ፡ ዘእለቡቱ ፡ ነውር ፡ በከሉ ፡ እምሳል ፡ ዘዝንቱ ፡ ዓለም ። እሰመ ፡ ጽሑፍ ፡ ውእቱ ፡ ዘይብል ፡ ይፍትንም ፡ ለዘያነብርም ፡ በዝየ ፡ ከመ ፡ ይኩን ፡ ዘእንበለ ፡ ነውር ። ወእይኩን ፡ መዓትመ ፡ እሰመ ፡ ትብልጥበብ ፡ እሰመ ፡ መዓት ፡ ታማሰን ፡ ጠበባን ። ወይኩን ፡ መፍቀሪ ፡ ሰብእ ፡ እሰመ ፡ ይብል ፡

በለ ፡ አዲስቀጻሳት =

ዕድሜውም ፡ ከሃ ፡ ዓመት ፡ ያላነሰ ፡ ይሁን ። በቻለውስ ፡ ትምህርትን ፡ ሁሉና ፡ ምክርን ፡ የተመላ ፡ በቃሉ ፡ ነገር ፡ እዋቂም ፡ ይሁን ።

፹፬ ሀገር ፡ ሰብኩቱ ፡ ታናሽ ፡ በሆን ፡ በዕድሜውም ፡ ሽግግሌ ፡ የሆነ ፡ ባያገኙ ፡ ነገር ፡ ግን ፡ ለእዲቆጶስነት ፡ እንደሚበቃ ፡ ከእርሱ ፡ ጋር ፡ የሚኖሩት ፡ ሰዎች ፡ የመስከፋለት ፡ ወጣት ፡ ቢያገኙ ፡ በጉልምሰናውም ፡ ወራት ፡ የሽግግሌዎችን ፡ ሥራ ፡ በደስታና ፡ በሥርዓት ፡ በዘዴ ፡ እንዳሳዩ ፡ ቢመሰክሩለት ፡ ይህንን ፡ ሊፈትኑት ፡ ይገባል ። እንደ ፡ መስከፋለት ፡ ሆኖ ፡ ቢገኝ ፡ ተስማምተው ፡ ይሹሙት ።

፹፭ ትንሽ ፡ ወይም ፡ ትልቅ ፡ ቢሆን ፡ ደበተኛና ፡ ትሑት ፡ ጸዮተኛም ፡ ይሁን ። እግዚአብሔር ፡ በነቢዩ ፡ በኢሳይያስ ፡ እፍ ፡ (ኢሳ ፡ ፳፮ ፡ ፫-፫) ። ወደ ፡ ግን ፡ እመስከታሰሁ ። ከቃሌ ፡ የተነሣ ፡ በዘመኑ ፡ ሁሉ ፡ ወደሚፈሩና ፡ ወደሚንቀጠቀጡ ፡ የዋሃንና ፡ ትሑታን ፡ ነው ፡ እንጂ ፡ ብሏልና ። እንዲሁም ፡ በወንጌል ፡ (ግቴ ፡ ፩ ፡ ፯-፱) ። በጅኛው ፡ ምዕራፍ ፡ እንዲህ ፡ ተብሏል ። የዋሃን ፡ ብፁዓን ፡ ናቸው ፡ እነርሱ ፡ ምድርን ፡ ይወርሳሉና ። የሚራራም ፡ ይሁን ፡ የሚራሩ ፡ ብፁዓን ፡ ናቸው ፡ እነርሱም ፡ ይራሩላቸዋል ፡ ብሏልና ። ሰላማዊ ፡ ይሁን ፡ ሰላምን ፡ የሚያደርጉ ፡ ብፁዓን ፡ ናቸው ፡ እነርሱ ፡ የእግዚአብሔር ፡ ልጆች ፡ ይባላሉ ፡ ብሏልና ። ሐሳቡም ፡ ያማረች ፡ የጸራች ፡ ከከፋትና ፡ ከዐመፅ ፡ ሁሉ ፡ የነጻች ፡ ትሁን ። ልባቸው ፡ ንጹሕ ፡ የሆነላቸው ፡ ሰዎች ፡ ብፁዓን ፡ ናቸው ፡ እነርሱ ፡ እግዚአብሔርን ፡ ያዩታል ፡ ብሏልና ።

፹፮ የሚታገሥና ፡ በመልካም ፡ ሥርዓት ፡ ሁሉ ፡ የጸና ፡ ይሁን ። የሚታወክና ፡ የሚሰክር ፡ ቁጡ ፡ ገንዘብ ፡ ወዳጅ ፡ እይሁን ። በዚህ ፡ ዓለም ፡ ሥራ ፡ ሁሉ ፡ ነውር ፡ የሌለበት ፡ መሆን አስመሆኑን ፡ ዳግመኛ ፡ ይፈትኑት ። “በዚህ ፡ የሚያስቀምጡትን ፡ ይፈትኑት ፡ ነውር ፡ የሌለበት ፡ ይሆን ፡ ዘንድ ፡” (ጆጢዎ ፡ ፫ ፡ ፲) ። የሚል ፡ ጽሑፍ ፡ እለና ። ቁጡ ፡ እይሁን ፡ ጥበብ ፡ “ቀጣ ፡ እዋቂዎችን ፡ ታጠፋለች ፡ ትላለችና ፡” (ምሳ ፡ ፲፩ ፡ ፩) ። ሰውን ፡ እፍቃሪ

እንቀጽ ፡ ፩ ።

ሉግዚእን ፡ በዘንቱ ፡ የአምረክሙ ፡ ነሱ ፡ ከሙ ፡ አርዳእየ ፡ አንትሙ ፡ ለእሙ ፡ ተፋቀርክሙ ፡ በበደናቱክሙ ።

፱፻፳፻ ጠሰ ፡ ጳወጅ ፡ ወበእንቱ ፡ እለ ፡ የኅርዩ ፡ ኪያው ፡ ይደሉ ፡ ይኩን ፡ ነሱ ፡ ለሰጅዱ ፡ እምኔሆሙ ፡ ዘተዐደው ፡ ህ ፡ ዓሙተ ።

፱፻፶፱ ኃምስ ፡ ወይኩን ፡ መንኰስ ፡ እምእለ ፡ በሙ ፡ መዓርግ ፡ ዘምሥዋዕ ፡ አው ፡ እምዘ ፡ ይከውን ፡ ስቱ ፡ ሥርዓተ ፡ ሙዳሴ ፡ ወአይዳኒ ፡ ይሳዩም ፡ ሕዝባዊ ፡ ዘእንበስ ፡ እምድንረ ፡ በጸባ ፡ ወእምድንረ ፡ አቀመ ፡ ላዕስ ፡ ነፍሱ ፡ ዐቲበ ፡ ቀኖናት ፡ ቅዱሳት ፡ ወዘንቱኒ ፡ በከሙ ፡ ተነግረ ፡ ሙስተ ፡ ቀኖናተ ፡ አትናቱምስ ፡ ሲቀ ፡ ጳጳሳት ፡ ዘቀስጥንጥንያ ፡ ወውእቱ ፡ ዘንበር ፡ ሙስተ ፡ በተ ፡ ክርስቲያንን ፡ ከሙ ፡ ይኩን ፡ መንኰስ ፡ አው ፡ ካዘን ።

፳ ሳድስ ፡ ይኩን ፡ በሥምረተ ፡ ሕዝብ ፡ ዘይሳዩም ፡ ላዕሊዎሙ ፡ ወዘሥምረተ ፡ ሊቀ ፡ ጳጳሱኒ ፡ ድስቅ ፡ ህወኔ ፡ ለይሳዩም ፡ ኤጲስቆጶስ ፡ በኅርዩተ ፡ ነሱሙ ፡ ሕዝብ ፡ ኪያው ፡ በከሙ ፡ ሥምረተ ፡ መንፈስ ፡ ቅዱስ ።

፳፩ ዘኒቅያ ፡ ህ ፡ ወለእሙ ፡ ኅሙ ፡ አሐዲረ ፡ ኤጲስቆጶስና ፡ ወዐምሩ ፡ ቦቱ ፡ ነሱሙ ፡ ሰብአ ፡ ሀገሩ ፡ ወአሥምረ ፡ ቦቱ ፡ ጳጳስ ፡ ብሔሩ ፡ አይደልም ፡ ኤጲስቆጶስና ፡ ዘእንበስ ፡ በትእዛዘ ፡ ዘአው ፡ ወዘንቱ ፡ ለእሙ ፡ ተዐደው ፡ ሲኖዶስ ፡ ይወግዞ ፡ ወድትንደግ ፡ ኤጲስቆጶስናው ። ወለእሙ ፡ ኅብሩ ፡ በእንቱአው ፡ ዘይበዝኑ ፡ ወዐምሩ ፡ ቦቱ ፡ ጳጳስ ፡ ወሊቀ ፡ ጳጳሳት ፡ ይግበሩ ፡ በምዘሮሙ ፡ ለእለ ፡ ይበዝኑ ።

፳፪ ረስጠጅ ፡ ፩ ፡ ይሳዩም ፡ ኤጲስቆጶስ ፡ በሥምረተ ፡ ጳጳሱ ፡ ወሰብአ ፡ ብሔሩ ፡ ወደሀልወ ፡ ከሙ ፡ ይሣምም ፡ ፪ ፡ ኤጲስቆጶስት ፡ አው ፡ ፫ ፡ ረስጠጅ ፡ ፪ ፡ ቀስሰሰ ፡ ወዲያቶን ፡ ወዘይቱ ሐቆሙ ፡ ይሳዩሙ ፡ እም፩ ፡ ኤጲስቆጶስ ፡ ወዶሳተሮሙ ፡ ወደባርከሙ ፡ ፩ ፡ ኤጲስቆጶስ ።

፳፫ ለብዕ ፡ ነበረ ፡ ሙስተ ፡ ቀኖናት ፡ ዘንገሥት ፡ መጅ ፡ ወአይሳዩም ፡ ኤጲስቆጶስና ፡ ናጡን ፡ ዘእንበስ ፡ ተጋርዮቱ ፡ በእንቱ ፡ ሃይማኖቱ ፡ ወእእምሮቱ ፡ ወሐረቱ ፡ ወሥነ ፡ ዘኖ ፡ በእንቱ

ስለ ፡ ኤጲስቆጶስ ።

ይሁን ፡ ገታችን ፡ “እርስ ፡ በርሳችሁ ፡ ብትፋቁ ፡ በዚህ ፡ የኔ ፡ ደቀመዛሙርት ፡ እንደሆናችሁ ፡ ሙሉ ፡ ያውቃችኋል” (ዮሐ ፡ ፲፫ ፡ ፳፭ ።) ብሏልና ።

፳፻፳፻ ጠሰ ፡ ጳጳጅ ፡ የሚመርጡት ፡ ሰው ፡ እያንዳንዱ ፡ ከሠላሳ ፡ ዓመት ፡ በላይ ፡ መሆን ፡ ይገባዋል ።

፳፻፶፱ አምስተኛ ፡ ሥልጣን ፡ ከዘንቱ ፡ ካላቸው ፡ ከመንኰሳት ፡ ወይም ፡ የሚያስመሰግን ፡ ሥራ ፡ ካለው ፡ ወገን ፡ የሆነ ፡ መንኰሴ ፡ ይሁን ። ሕዝባዊ ፡ ግን ፡ በችግር ፡ ጊዜ ፡ ካልሆነ ፡ በቀር ፡ ቅዱሳት ፡ ሕጎችንም ፡ ካልፈጸመ ፡ በቀር ፡ ሲሾም ፡ አይገባም ። ይኸውም ፡ በቀስጥንጥንያው ፡ ሲቀ ፡ ጳጳሳት ፡ በአትናቱምስ ፡ ሕጎች ፡ እንደ ፡ ተነገረው ፡ ነው ። ይኸውም ፡ መንኰሴ ፡ ወይም ፡ ካዘን ፡ ይሆን ፡ ዘንድ ፡ በቤተ ፡ ክርስቲያናችን ፡ እንደተጸፈው ፡ ነው ።

፳ ስድስተኛ ፡ በሚሾምላቸው ፡ ሕዝቦችና ፡ በሊቀ ፡ ጳጳሱም ፡ ፈቃድ ፡ ይሁን ። ድስቅ ፡ ህወኔ ፡ ኤጲስቆጶስ ፡ በመንፈስ ፡ ቅዱስ ፡ ፈቃድ ፡ በሕዝብ ፡ ምርጫ ፡ ይሾም ።

፳፩ ኒቅያ ፡ ህ ፡ አንድ ፡ ሰው ፡ ኤጲስቆጶስንትን ፡ ሊሾም ፡ ቢፈልግ ፡ ሕዝቡም ፡ ቢሰማሙ ፡ ያገሩ ፡ ጳጳስ ፡ ግን ፡ ባይፈቅድ ፡ ያስእርሱ ፡ ፈቃድ ፡ ኤጲስቆጶስንት ፡ መሾም ፡ አይገባውም ። ይሁን ፡ በያረርስ ፡ ሲኖዶስ ፡ ያወግዘዋል ። ኤጲስቆጶስንቱም ፡ ይቀራል ። ስለርሱ ፡ የሚዘዙት ፡ ቢሰማሙ ፡ ግን ፡ ጳጳሱና ፡ ሲቀ ፡ ጳጳሱትም ፡ ቢሰማሙበት ፡ በድምፅ ፡ ብልጫ ፡ ይሾሙት ።

፳፪ ረስጠጅ ፡ ፩ ፡ ኤጲስቆጶስ ፡ በጳጳሱና ፡ በአገሩ ፡ ሰዎች ፡ ፈቃድ ፡ ይሾም ። ይሾሙት ፡ ዘንድ ፡ ፪ት ፡ ወይም ፡ ፫ት ፡ ኤጲስቆጶሳት ፡ ይኑሩ ። ረስጠጅ ፡ ፪ ፡ ቀስና ፡ ዲያቶን ፡ ከዚያም ፡ በታች ፡ ያሉት ፡ ከአንድ ፡ ኤጲስቆጶስ ፡ ይሾሙ ። አንድ ፡ ኤጲስቆጶስ ፡ ባርኮ ፡ ይሾማቸው ፡ በሥራም ፡ ይተባበራቸው ።

፳፫ ስዓተኛ ፡ በንገሥታት ፡ ሕግ ፡ ሙስጥ ፡ ይገኛል ። መጅ ፡ ስለ ፡ ሃይማኖቱና ፡ ስለ ፡ እውቀቱ ፡ ስለ ፡ አኗኗሩ ፡ ስለ ፡ መልካም ፡ ምግባሩም ፡ ሳይመረጥ ፡ ኤጲስቆጶስንትን ፡ ፈጥኖ ፡ አይሾም ። በየ

አንቀጽ : ፭ =

ሰለ : ኤጲስቆጶስት =

አሁ : ወያሰተፋልሰም : ውስተ : መዓርገ : ክዘ
 ነት : በመዓርገ : እምድጎረ : መዓርገ : በበመ
 ዓርገ : ወለአመ : ቆመ : በሐረቱ : በከሱ : መዓ
 ርገ : ድልወቱ : ሰቤሃ : ይሠየም =

፲፬ ሳምን : ከመ : ይትጎረይ : እምብዙኃን : በሰ :
 ጎወጃ : ወአይሠየም : ኤጲስቆጶስ : ዘእንበለ :
 ይንሀድዎ : ፲ወ፪ : እደው : ረሰጣ : ፲ወ፫ :
 ወለአመ : ኮነ : መካነ : ምእመናን : ዘውስቴቱ :
 ጎዳጣን : ወኢበዝኑ : ማኅበር : ከመ : ይግ
 በሩ : ሢመተ : ለኤጲስቆጶስ : እስክ : መጠነ :
 ፲ወ፬ : እደው : ለይጽሐፍ : ጎበ : አብያተ :
 ክርስቲያን : ዘቅርብት : ብሔር : ጎበ : ሀለው :
 ውስቴታ : እምመናን : ብዙኃን : ከመ : ይም
 ጽኦ : እምእመናንሆሙ : ትቱ : አለ : ተጎርዶ :
 ወያምክርዎሙ : በአስተሐምሞ : በአንተ :
 ዘይደልዎ : ለእመ : ኮነ : ሎቱ : ሐረት : ሠናይ :
 ዘኢፀራፊ : ወዘኢያደሉ : ወዘይከል : ተርጉሞ :
 መጻሕፍት =

፲፭ ወግብራትስ : አለ : ይከልእ : ስሱ : እማነቱ :
 ቀዳሚት : ረሰጠጅ : ፶ወ፪ : ኢይደሉ : ከመ :
 ይኩን : ኤጲስቆጶስ : ዘጋኔን =

፲፮ ካልእት : ወግልሲት : ረሰጠጅ : ፶ወ፪ : ወኢይ
 ደሉ : ከመ : ይኩን : ዕወርገ : ወአጽሙም :
 ወአዝንጉዕ : አኮ : ከመ : ውሎቱ : ነውር = አላ :
 አሰመ : ውሎቱ : አይክል : በአንተ : ፈጽሞቱ :
 ለዘውሎቱ : ይትፈቀድ : እምግብራተ : ቤተ :
 ክርስቲያን =

፲፯ ራብዕ : ረሰጠጅ : ዘ፪ወ፮ : ወዘኢኮነ : ምእ
 መነ : ወተጠምቀ : ወዘነበረ : ብእሴ : እኩየ :
 ወነስሐ : ኢይሠየም : ኤጲስቆጶስ : በቀዳሚ :
 ግብሩ = እሰመ : ውሎቱ : እምአበሳ : ኢይኩን :
 መምህረ : ወኢተአምረ : ጎሩቱ : ዘእንበለ :
 ለእመ : ይከውን : ውሎቱ : በእእምሮ : እምእግ
 ዜአብሔር =

፲፰ ኃምስ : ረሰጠጅ : ፲ወ፪ : ወዘጎጸወ : ርእሶ :
 በፈቃዱ : እይሠየም = ወዘተጎጸወ : በትዕ
 ግልት : ኢይትከላእ : በአንተ : ውሎቱ =

፲፱ ሳድስ : ጠስ : ጾወ፰ : ወሰአመ : ቀዳደቆ : ሎቱ :
 ፩ : ወይቤ : ከመ : ውሎቱ : አይጎኔ : ለኤጲስ
 ቆጶስና : ለይደኃር : ግብሩ : ትተ : እውራኃ =
 ወእምዘ : ይትከሠት : በእንቲአሁ : ግብሩ :
 በህላዌ : ዕድጪ : አው : በኢህላዌሁ = ወለእመ :

መዓርገ : ከመዓርግ : ወደ : ማዕርግ : ያው
 ጡት = በአካሄዱ : ሁሉ : በሚገባው : መዓርግ :
 ጸንቶ : ቢኖር : ያንገዜ : ይሹሙት =

፲፱ ስምንተኛ : ከብዙ : ሰዎች : ይመረጥ : ዘንድ :
 ነው : በሰ : ጎፂ : ኤጲስቆጶስ : ፲፪ : ሰዎች : ሳይ
 መስክሩለት : አይሾም = ረሰጣ : ፲፫ : የምእመ
 ናኑ : ቦታ : በውስጡ : ያሉበት : ሰዎች : ጥቂ
 ቶች : ቢሆኑ : ኤጲስቆጶስን : ለመምረጥ :
 ሰዎቹ : እስክ : ፲፪ : ያልመሉ : ቢሆኑ : ብዙዎ
 ች : ምእመናን : ወዳሉበት : በእቅራቢያቸው :
 እገር : ወደምትገኝ : ቤተ : ክርስቲያን : ከምእ
 መናኖቻቸው : ወገን : የተመረጡ : ፫ት : ሰዎች
 ይመጡ : ዘንድ : ይጻፉ : የሚገባውንም : ለመ
 ምረጥ : የማክሯቸው = መልካም : አኗኗር :
 ያለው : እንደሆነ : የማይሳደብ : የማያደላ :
 መጻሕፍትን : መተርጎም : የሚችል : እንደ
 ሆነ : የማክሯቸው =

፳፩ ክሹመት : የሚከለክሉ : ነገሮች : ስድስት :
 ናቸው = መጀመሪያዬቱ : ረሰጠጅ : ፶፪ = ጋኔን :
 ያደረበት : ሰው : ኤጲስቆጶስ : መሆን : አይገ
 ባውም =

፳፮ ሁለተኛዬቱና : ሦስተኛዬቱ : ረሰጠጅ : ፶፪ =
 ዓይነ : ሰውር : ደንቆር : ዝንጉዕ : የሆነ : ሰው :
 ኤጲስቆጶስ : ሊሆን : እይገባውም = ነውር :
 ሆኖ : አይደለም : ከቤተ : ክርስቲያን : ሥራ :
 ወገን : ክርሱ : የሚሻውን : ሥራ : ለመፈጸም :
 ስለማይችል : ነው : እንጂ =

፳፯ እራተኛው : ረሰጠጅ : ፸፭ : አማኒ : ያይደለ :
 በኋላ : የተጠመቀ : ክፉ : ሁኖ : ኑሮ : በኋላ :
 የተመለሰ : ሰው : ከበደል : ወገን : ስለሆነ :
 በቀደመ : ሥራው : ኤጲስቆጶስንት : አይሾም =
 ደግነቱ : ሳይታወቅ : አስተማሪ : አይሁን =
 ከእግዚአብሔር : ዘንድ : ምልክት : ካልተገኘ
 ስት : በቀር =

፳፰ እምስተኛው : ረሰጠጅ : ፲፭ : በራሱ : ፈቃድ :
 አባለ : ዘሩን : የሰለበ : አይሾም = በግድ : የተ
 ሰለበ : ግን : በግድ : ስለሆነ : አይከልከል =

፳፱ ስድስተኛው : ጠስ : ጾ፰ : አንዱ : አንዱን :
 ለኤጲስቆጶስንት : እይገባም : ብሎ : ቢከሰው :
 ሥራው : ፫ወር : ይቈይ = ከዚህም : በኋላ : ባላ
 ጋራው : ባለበት : ወይም : በሌለበት : ሥራው :
 ስለርሱ : ይመርመር = በመጽሐፍ : ውስጥ :

አንቀጽ : ፩ =

ተወውቀ : ላዕሌሁ : ግብር : ዘይከልእ : በውስተ : ቀኖናት : እምተሠይሞቱ : ይትከላእ ። ወእመ : አኮስ : ለይሠየም : ወዕድውኒ : ዘእስተዋድዮ : ወኢያቀመ : ላዕሌሁ : ዘዘከሮ : ለእመ : ኮነ : ካህነ : ለይሰደድ : እምቤተ : ከርስቲያን : ወለእመ : ኮነ : ሕዝባዌ : ለይትግሠዕ : በከመ : ይደሉ ።

፫ ወሣልስ : ዘኢይደሉ : ወኢይከልእ : ረስጠጅ : ጅወጄቱ : ወኢይተከላእ : ከመ : ይኩን : ኤዲስቆጶስ : ነቋር : ወኢሐንካስ : ለእመ : ኮነ : ይህኔኒ : ለዝግብር = እስመ : ነውረ : ሥጋ : ኢኮነ : ነውረ : ወባሕቱ : ነውርስ : ነውረ : ነፍስ : ውእቱ ።

፫፩ ወገጽ : ካልእ : ግብረ : ሢመቱ = ድስቅ : ህወጂቱ : ወይሠየም : ኤዲስቆጶስ : በዕለተ : እሑድ ወክሎም : ሰብእ : ይነብሩ : በእንተ : ተሠይሞቱ : ሕዝብኒ : ወካህናት : እንዘ : ለምዕ : ይከውኑ : ሎቱ ። ወኤዲስቆጶሳትኒ : እለ : መጽኡ : ከመ : ያንብሩ : እደቂሆመ : ዲቤሁ : ይትጎፀቡ : እደቂሆመ : ወእምዝ : ይሢምም : ወሕዝብ : ቀዊሞመ : በእርምም : ወበፍርሃት : ያንሥኡ : እደቂሆመ : ወያንብሩ : ኤዲስቆጶሳት : እደቂሆመ : ዲቤሁ : እንዘ : ይብሉ : ንሕነ : ናንብር : እደቂነ : ዲበ : ዝንቱ : ገብር : ኅሩይ : ዘእግዚአብሔር : በስመ : አብ : ወወልድ : ወመንፈስ : ቅዱስ : ከመ : ይቁም : ውለተ : ሥርዓት : ሠናይት : ወጽንዕት : ዘአሐቲ : ዘእንበለ : ነውር : ቤተ : ከርስቲያን : ለእግዚአብሔር : ሕያው : ዘኢያስተርኢ ። ለገቢረ : ፍትሐ : ርትዕ : ወከሢት : ለቅዳሴ : ወጸጋ : ንጽሕት : ወምሂር : ምእመን : ዘውእቱ : ዘተሠይመ : ለቤተ : ከርስቲያን : ጉባኤ : እምጎበ : ሥሉስ : ቅዱስ : በምሥጢረ : መስቀል = ወእምድጎረ : ዝንቱ : ያንብር : ኤዲስቆጶስ : ቀዳማዊ : እምኔሆመ : እደሁ : ዲቤሁ ። ወይበል : ጸሎተ : ሢመት : ወይበሉ : ከሉ : ሕዝብ : እሚን ።

፫፪ ሥርዋጽ : ፱ቱ : ጸሎተ : ሢመትስ : ሀሎ : ውለተ : ክፍል : ዘዘከርነ : ወነዋ : ተሠርዕ : ውስተ : ቤተ : ከርስቲያን : አሐቲ : መጽሐፈ : ሢመት : ወይእቲ : ወካልእቲሃ : ውስቱታ : ወእምድጎረ : ዝንቱ : የእምጎም : ኤዲስቆጶ

ስለ : ኤዲስቆጶሳት ።

ከሹመት : የሚከለክል : ነውር : ቢገኝበት : ይከልክል ። ይህ : ባይሆን : ግን : ይሾም : የከለስውም : ባላጋራ : የከሰሰበትን : ባይረታ : ካህን ቢሆን : ከቤተ : ከርስቲያን : ይለይ ። ሕዝባዊ : ቢሆን : ግን : እንደሚገባ : ይቀጣ ።

፫ ሦስተኛው : ለሹመት : የማያበቃውንና : የማይከለክለውን : ይናገራል ። ረስጠጅ : ጅጄ : እንድግይና : ወይም : እንካሳ : የሆነ : ሰው : ለዚህ : ሥራ : ተለማሚ : ከሆነ : ኤዲስቆጶስ : ከመሆን : አይከልክል ። የአካል : ጉድለት : ነውር : እይደለምና ። ነውርስ : የነፍስ : ነውር : ነው ።

፫፩ ሁለተኛው : ክፍል : የሹመቱን : ሥራ : ይናገራል ። ድስቅ : ህወጂ : ኤዲስቆጶስ : በዕለተ : እሑድ : ይሾም ። በሚሾምበትም : ቀን : ለዎች : ሁሉ : ይገኙ ። ሕዝብና : ካህናት : መለከረውለት : ይሾም ። እጃቸውን : በእርሱ : ላይ : ሊያናፋ : የመጡ : ኤዲስቆጶሳትም : እጃቸውን : ይታጠቡ ። ከዚያ : በኋላም : ይሹመት ። ሕዝቡም : በፍርሃትና : በጸጥታ : ቁመው : እጃቸውን : ያንሡ ። ኤዲስቆጶሳቱም ። “እኛ : በዚህ : በተመረጠ : በእግዚአብሔር : ባሪያ : ላይ : እጃችንን : እናስቀምጣለን” ። እያሉ : በአብ : በወልድ : በመንፈስ : ቅዱስም : ስም : እጃቸውን : ያለቀምጡ ። ነውር : በሌለባትና : እንዲት : በሆነች : በማይገለጥ : በሕያው : እግዚአብሔር : ቤተ : ከርስቲያን : በጸናች : ሥርዓት : ይጸና : ዘንድ ። የቀና : ፍርድን : ለመፍረድ : ምስጋናን : ለመግለጥ : ልጅነትን : ለማስጠት : ለታመነች : ትምህርት : ይኸውም : ነገረ : መለቀልን : ለማለተማር : ከሥሉስ : ቅዱስ : ዘንድ : በጉባኤ : ለቤተ : ከርስቲያን : የተሾመ : ነው ። ከዚህም : በኋላ : ከነርሱ : ቀዳሚ : የሆነው : ኤዲስቆጶስ : እጁን : ይሚንጎበት ። የሹመቱንም : ጸሎት : ያድርስ ። ሕዝቡም : እሚን : ይበሉ ።

፫፪ ሥርዋጽ : ፱ ። የሹመት : መጽሐፍ : ግን : አለቀድመን : በተናገርነው : ክፍል : አለ ። በቤተ : ከርስቲያን : ውለጥ : እንዲት : የሹመት : መጽሐፍ : እነሆ : ተጽፋለች ። እርሷና : ሌሎችም : በውስጧ : ይገኛሉ ። ከዚህም : በኋላ : ኤዲስቆ

ሳት : ወይበሉ : ነሱሎ : ካህናት : ወሕዝብ :
 ይደልዎ : ይደልዎ : ይደልዎ ። ወየእምጥም :
 ነሱሎ : ወያህተብቀው : ሱቲ : ሰላሙ ።
 ወእምዝ : ያንብቡ : ክፍላተ : ዘይደሉ : ወይፈ
 ጽሙ : ቅዳሴ : በእስተታልዎ : ወይትመጠ :
 ውእቲ : ቅድመ : እምሥጢራተ : ቅድሳት ።
 ወእምዝ : የዘበሙ : ለኩሎሙ : እምኔሃ : በበ
 መዓርጊዎሙ : ወይፈንዎሙ : በሰላም : ወያ
 ብሰሉ : ቺተ : መዋሰለ : በዓለ : መንፈሳዊተ :
 በእምሳለ : ምሥጢሩ : ለዘተንሥእ : በግል
 ስት : ሰለት ።

የ፫

ረሰጠብ : ሃደቺቲ : ወእምእመ : ሠምርም :
 ነሱሎ : ይትጋብእ : ነሱሎ : ሕዝብ : ወተሳ
 ውስት : ወኢጲስቆጶስት : በሰለተ : እሑድ :
 ወይሰእሎሙ : ዘየሰቢ : እምኔዎሙ : ለተሳው
 ስት : ወዲያቆናት : ወይበል : ዠንቲኑ : ዘሠመ
 ርክምዎ : ከመ : ይኩን : ሊተ : ለክሙ : ወሰበ
 ይብሉ : እው : ይሰእሎሙ : ካሰበ : ወይበል :
 ለዝንቲ : ትደልዎኑ : ሣመት : ክብርት :
 ወእርትሰኑ : ሑረቶ : በሠናይ : ወበጥቆ
 ወኢተረክበ : ላሰሌዎ : ምንትኒ : ወሰእመ :
 ተሠጥውዎ : ነሱሎ : ወይበሉ : ከመ : ውእቲ
 ከመዝ : እማን : ይደልዎ : ሣመት : በጽድቅ :
 ወእኮ : በእድልዎ ። ወይሰእሎሙ : ካሰበ :
 ሥልሰ : እንዘ : ይብል : ድልውኑ : ውእቲ :
 በእማን : ለዝንቲ : ሣመት : እስመ : ይተውም :
 ነሱሎ : ቃል : እምእፈ : ሄቲ : እው : ቺቲ ። ወለ
 እመ : ይብሉ : በግልሰ : ድልው : ውእቲ : ይሰ
 ፍሑ : ወያህተጣፍሑ : እደዊዎሙ : ነሱሎ ።
 ወሶበ : ገብሩ : ዘንተ : በተሰናእዎ : ለይኩን :
 እርምጥ : ወዲያቆናትኒ : ዶፍሩ : ወንጌላተ :
 ቅዱሳተ : ወውእቶን : እንዘ : ክሙታት : ዲበ :
 ርእሱ : ለዘይሠይምዎ : ወያንብርዎ : ኤጲስ
 ቆጶስት : ዲበ : መንበር : ዘድልው : ሱቲ :
 ወእምዝመ : ተወክፍዎ : ነሱሎ : እግዚአብ
 ሔርኒ : ተወክር ።

የ፬

በስ : ማወኔቲ : ወእይሠየም : ኤጲስቆጶስ : ዘእ
 ንበለ : ይምጸእ : ኤጲስቆጶስ : እምዐገር : ወእኮ :
 ውእቲ : በሕቲቲ : አላ : ፪ተኒ : ኤጲስቆጶስት :
 ካልአን : ምሰሌዎ ። ወይሠየም : እምንበ : ቺተ :
 ኤጲስቆጶስት : ወከመዝ : ይሠየም : እንዘ : ይበ
 ሙሩ : ወንጌላ : ዲበ : ርእሱ ። ወይጸሊ : ላሰ
 ሌዎ : ኤጲስቆጶስ : ዘየሰቢ : ከመዝ ። ወሶበ :

ጶሳቲ : እጅ : ይንሠት ። ሕዝቡና : ካህናቱም :
 ይገባዋል : ይገባዋል : ይገባዋል : ይበሉ ። ሁላ
 ቸውም : እጅ : ይንሠት ። በእንተ : ሰላምን : ይጸ
 ልዩላት : ከዚህ : በኋላ : ሊነበብ : የሚገባውን :
 ክፍል : ያንብቡ ። እክታትሰውም : ቅዳሴውን :
 ይፈጽሙ ። እስቀድሞ : እርሱ : ሥጋውንና :
 ደሙን : ይቀበል ። ከዚያም : በኋላ : በየማዓርጋ
 ቸው : ለሁሉም : ሥጋውንና : ደሙን : ያቀብላ
 ቸው ። በሰላምም : ያሰናብታቸው ። በሦስተኛ :
 ቀን : በተነሣው : በጌታ : ትንግኤ : እምሳል :
 ቺ : ቀን : መንፈሳዊ : በዓልን : ያክብሩ ።

የ፭

ረሰጠብ : ሃደ ። ሁሉም : ከመረጡት : በኋላ :
 ሕዝቡና : ቀሳውስቲ : ዲያቆናቲ : ኤጲስቆጶስ
 ቱም : በሰለተ : እሑድ : ይሰብሰቡ ። ከነርሱ :
 የሚበልጠው : እሊቃ : ይገኛቸው : ዘንድ : የመ
 ረጣችሁት : ይህ : ነውን : ብሎ : ቀሳውስቲ
 ንና : ዲያቆናቲን : ይጠይቃቸው ። እምን : በሉ
 የከበረችው : ሹመት : ለዚህ : ትገባዋለችን :
 ይበል ። በሚገባና : በተረዳ : ሥርዓት : ስፍኗ
 ናን : እጽንቷልን : ምንም : በደል : አልተገኘ
 በትምን : ይበል ። እነርሱም : መልሰው : እን
 ደዚህ : እንደዘን : በናገሩ : በማድላት : ያይደለ
 በእውነት : ሹመት : ይገባዋል ። ሦስተኛ : ደግ
 ሞ : ለዚህ : ሹመት : በእውነት : ይገባ
 ልን : ብሎ : ይጠይቃቸው ። ነገር : ሁሉ : በሁ
 ስት : ወይም : በሦስት : ምሰክር : ይጸናልና ።
 በሦስተኛውም : ጊዜ : ይገባዋል : በሉ : ሁሉ
 ም : እጃቸውን : ዘርግተው : ያሠብጧቸው ። ይህ
 ንን : በሰምምንት : ካደረጉ : በኋላ : ጸጥታ :
 ይሁን ። ዲያቆናትም : ቅዱሳት : ወንጌላትን :
 ገልጠው : በተሾመው : ራስ : ላይ : ይያዙ ።
 ኤጲስቆጶስቱም : ለርሱ : በሚገባው : ወምበር :
 ያስቀምጡት ። ሁሉም : ከተቀበሉት : እግዚአ
 ብሔርም : ይቀበላዋል ።

የ፮

በስ : ማደ : ኤጲስቆጶስ : ከሌላ : እገር : ሳይ
 መጣ : ኤጲስቆጶስ : እይሾም ። እርሱ : ብቻ :
 እይደሰም ። ሌሎችም ። ሁለት : ኤጲስቆጶስት :
 ከርሱ : ጋራ : ይኑሩ ። በሦስት : ኤጲስቆጶስት :
 ይሾም ። እንደዚህ : ይሾም : በራሱ : ላይ : ወን
 ጌልን : ተሾክመው : የበለጠው : ኤጲስቆጶስ :
 እንደዚህ : ይጸልይ ። ጸሎቱን : ከሠራረስ : በኋላ :

ፈጸመ : ያንብር : እዴሁ : ላዕሌሁ : ወይስዓሞ :
 ወይንፋሕ : ውስተ : ገጹ : ከመ : ይትመላእ :
 ላዕሌሁ : መንፈስ : ቅዱስ ። ወእምድጎረ :
 ዝንቱ : የእምጎም : እለ : ተርፉ : ካህናት :
 ወጸታ : ሕዝብስ : ይሰዓሙ : እዴሁ : ወእ.የእ
 ምኑ : እፋሁ : ዘእንበለ : ኤጲስቆጶሳት : ወቀ
 ሳውስት : እምድጎረ : ዝንቱ : ይፈጽሙ : ተዳሴ።
 ፪፭ ድስቅ : ሳወፀቱ : ወንኤዝዘከሙ : ከመ : ይሠ
 የም : ኤጲስቆጶስ : እምቺቱ : ኤጲስቆጶሳት ።
 ወለእመ : ኮነ : ዓጸባ : እምቺቱ : ኤጲስቆጶ
 ሳት ። ወእ.ይደለ : ከመ : ይሠየም : ለከሙ :
 እምፈዳ : ኤጲስቆጶስ : እስመ : ሰምዐ : ፪ቱ :
 እው : ቺቱ : ይከውን : ተዋሚ ። ረስጣ : ሃወ
 ፳ቱ : ወለእመ : ኮነ : ውእቱ : ኤጲስቆጶስ :
 አሐዳ : ዘእንበረ : እዴሁ : ላዕሌሁ : ይትፈ
 ለጥ : ወለእመ : ኮነ : ዝንቱ : በእንተ : ዓጸባ :
 በግብር : ወለእመ : እ.ተክህለ : ከመ : ይትጋ
 ብኡ : ማጎበር : በእንተ : ሰደት : ዘዕወቅ :
 እው : በምክንያት : ካልእ : ዘከመዝ : ወይኩን :
 ዘተንእይ : እምብዙንን : ኤጲስቆጶሳት : ወዮ
 ብሕዎ : ሎቱ : ዘንተ : ወይኩን : በትእዛሙ ።
 ፪፮ ወገጽ : ግልስ : እምድጎረ : ተሠይሞቱ : ወዝ
 ንቱ : ይትከፈል : ጎበ : ፳ቱ : መክፈልታት :
 ቀዳሚ : ዘይደልዎ : ሎቱ : ከመ : ይግብር : በር
 እሱ ። ድስቅ : ፳ወቺቱ : ወእምከመ : ተሠይመ :
 ኤጲስቆጶስ : ይንበር : ቺተ : ሱባዔያተ : በጸም :
 ወእ.ይጥዐም : ምንተኒ : ዘእንበለ : በዕለተ :
 ስንበት : እምነ : ዠሉ : ሱባዔ : ዝንተ : ለእመ :
 ኢኮነ : በመዋዕለ : ፶ : እምዝኒ : ይፈጽም :
 ይእተ : ዓሙተ : በጸም : በበ : ሠለሱቱ : ሠለ
 ሱቱ ።

፪፯ ሥርዋጽ : ፭ቱ : ይመሰለኒ : ዘይቤ : ከመ :
 ይጸም : ለስከሉ : ለስት : እስክ : ተፍጻሜተ :
 መዓልት : እምሰለተ : ስንበት : እስክ : ዕለተ :
 ስንበት : ቺተ : ሱባዔ ። ወዘተርፈ : ዓሙተ :
 ይጸም : በበከሉ : ሱባዔ : ቺተ : ዕለታተ :
 ረቡዐ : ወዓርዘ : ወስነየ ። እስመ : ዘስንበት :
 ወበእሐድ : እልቦ : ጸም : ወእ.ይትፈጸምኬ :
 ዘዘከሉ : ሱባዔ : ዘጸዊም : በበቺቱ : ቺቱ :
 ዕሙረ : እላ : ዘይትፈጸምሰ : በትርጓሚ : ዘቀ
 ደመ : ዘከርቱ ።

፪፰ ወይኩን : መብልሁ : ለኤጲስቆጶስ : ዘይበልዮ :

እጁን : ይጫንበት : ይሳመውም ። መንፈስ :
 ቅዱስም : ይመላበት : ዘንድ : በፊቱ : እፋ : ይበ
 ልበት ። ከዚህ : በኋላ : የቀሩት : ካህናት :
 እጅ : ይንሁት ። ሕዝቡ : ግን : እጁን : ይሳ
 ሙት ። ከኤጲስቆጶሳቱና : ከቀሳውስቱ : በቀር :
 እፋን : እይሳሙት ። ከዚህ : በኋላ : ቅዳሴውን :
 ይፈጽሙ ።

፪፱ ድስቅ : ሳወፀ ። ኤጲስቆጶስ : ከሦስት : ኤጲስቆጶ
 ሳት : ይሾም : ዘንድ : እናዝዛችኋለን ። የችግር :
 ዘመን : ቢሆን : ግን : ከ፪ኤጲስቆጶሳት : ይሾም።
 ከእንድ : ኤጲስቆጶስ : ግን : ሊሾምላችሁ : እይ
 ገባም ። የሁለትና : የሦስት : ምስክርነት : የጸና :
 ይሆናልና ። ረስጣ : ፶፰ ። እንድ : ኤጲስቆጶስ :
 ብቻውን : የሾመ : ከሆነ : ይለይ ። ይህ : በች
 ግር : ምክንያት : ቢሆን : በታወቀ : ሰደት :
 ምክንያት : ወይም : ይህን : በመሰለ : በሌላ :
 ምክንያት : ማጎበር : ለመሰብሰብ : ባይችሉ :
 በብዙዎች : ኤጲስቆጶሳት : የተመሰገነ : ይሁን።
 ይህንንም : በትእዛዛቸው : ይፍቀዱለት ።

፫፩ ሦስተኛውም : ክፍል ። ከተሾመ : በኋላ : የሚ
 ሠራውን : ይናገራል ። ይኸውም : በ፬ : ክፍ
 ሎች : ይከፈላል ። መጀመሪያው : ለራሱ : ሊሠ
 ራው : የሚገባውን : ይናገራል ። ድስቅ : ፳፫ :
 ኤጲስቆጶስ : ከተሾመ : በኋላ : ሦስት : ሱባዔ :
 ይጸም ። በለስተ : ስንበት : ካልሆነ : በቀር :
 ሱባዔውን : ሁሉ : ምንም : ሳይቀምስ : ይጸም።
 ይህም : የሚሆነው : ሹመቱ : በበዓሉ : ፶ : ካል
 ሆነ : በቀር : ነው ። ከዚያም : በኋላ : ይህችን :
 ዓመት : በሳምንቱ : ውስጥ : ፫ : ፫ : ቀን : እየ
 ጸመ : ይጨርስ ።

፫፪ ሥርዋጽ : ፭ ። ክዕለተ : ስንበት : እስክ : ለለተ :
 ስንበት : ድረስ : ሦስቱን : ሱባዔ : እስክ : ፲፪ :
 ስዓት : ይጸም : ያለ : ይመሰለኛል ። በዕለተ :
 ቀዳሚትና : በዕለተ : እሐድ : ጸም : የለምና ።
 የቀረውን : ዓመት : ግን : በሳምንት : ቺቱን :
 ቀን : ረቡዕን : ዓርብንና : ስኞን : ይጸም : ያለ :
 ይመሰለኛል ። በየሱባዔው : ሦስት : ሦስቱን :
 እንድ : ወገን : እድርጎ : በመጸም : እይፈጸ
 ምም ። የሚፈጸምሰ : አስቀድመን : በተናገር
 ነው : ትርጓሜ : ቢሆን : ነው ።

፫፫ ኤጲስቆጶስ : በጸሙ : ወራት : የሚመገበው :

በዓመተ ፡ ጸሙ ፡ ኅብስት ፡ ወጼው ፡ ወዘይት ፡
 ወመዓር ፡ ወአሕማላተ ፡ ምድር ፡ ወይናሰ ፡ አይ
 ጥዕም ፡ ወበተረፈ ፡ መዋዕለ ፡ ሕይወተሰ ፡
 ይጸም ፡ በአምጣነ ፡ ከሂሎቲ ፡ ወይትመጦ ፡
 አምነ ፡ መብልዕ ፡ ዘዓጸባ ፡ መጠነ ፡ ዓቅሙ ፡
 ወአይብላዕ ፡ ሥጋ ፡ ለዓለም ፡ አኮ ፡ አሰመ ፡
 ውአቲ ፡ ለአመ ፡ በልዎ ፡ ዘያረዡሶ ፡ አላ ፡ ከመ ፡
 አይግዝፍ ፡ ልቡ ፡ ወአይጽልም ፡ አእምሮቲ ፡
 ወአይትከሀሎ ፡ ከመ ፡ ይትጋሀ ፡ በዕረፍት ፡
 አሰመ ፡ ዘየኅሥሥ ፡ ከመ ፡ ይፈጽም ፡ ዘንተ ፡
 ግብራተ ፡ ከመዝ ፡ ይኅረይ ፡ ሎቲ ፡ ጽሙና ፡
 ወዘይትዌከፍ ፡ ጽሙና ፡ አይትዌከፍ ፡ ሎቲ ፡
 ረባኅ ፡ ከመ ፡ ይትመጦ ፡ ዘያጸንዕ ፡ ሥጋ ።

የ፱ ወለአመ ፡ ደወየ ፡ ኤጲስቆስት ፡ በይአቲ ፡
 ዓመት ፡ ያዌ ፡ ዘአይትከሀሎ ፡ በአንተአሁ ፡
 ከመ ፡ ይፈጽም ፡ ዘብሀልናሁ ፡ ይብላዕ ፡ ዓሣ ፡
 ወይሰተይ ፡ እምወይን ፡ በዓቅም ፡ ኅዳጠ ፡ መዋ
 ዕለ ፡ ከመ ፡ አይኩን ፡ ውዳቀ ፡ ወኢትኅጣእ ፡
 ቤተ ፡ ክርስቲያን ፡ ምግብናሁ ፡ ወትምህርቶ ፡
 ወይጽሐቅ ፡ ከመ ፡ ይትመጦ ፡ በኩሎ ፡ ዕለት ፡
 ምሥጢራተ ፡ ለአመ ፡ አከልእ ፡ ምክንያት ፡
 ከመ ፡ ይሕየው ፡ ባቲ ፡ በኩሎ ፡ ዘመን ።

የ፲ ረሰጣ ፡ ሕወኒቲ ፡ ወአይያልም ፡ ለኤጲስቆስት ፡
 ከመ ፡ ይጸም ፡ ዘአንበለ ፡ በዕለት ፡ ዘይጸውሙ ፡
 ቦቲ ፡ ኩሎ ፡ ሕዝብ ፡ አሰመ ፡ ውአቲ ፡ ለአመ ፡
 መጽእ ፡ ኅበ ፡ ቤተ ፡ ክርስቲያን ፡ ወእምጽእ ፡
 አሐዱ ፡ ምንተኒ ፡ ኅበ ፡ ቤተ ፡ ክርስቲያን ፡ ይት
 ፈተድ ፡ ከመ ፡ ይብላዕ ፡ ምሰለ ፡ ማኅበር ።

የ፲፩ ድሰቅ ፡ ፱ቲ ፡ ወይትመጦ ፡ ኤጲስቆስት ፡ እመ
 ብልሰ ፡ ወመሰቲ ፡ ዘየአከሎ ፡ ለሕይወቱ ፡ ከመ ፡
 ይከሀል ፡ ወከመ ፡ አይትሀከይ ፡ ምሂርቶሙ ፡
 ለእለ ፡ አኮነ ፡ ምሁራነ ፡ ወአይሰተዋዕለ ፡
 ብዙነ ፡ ወአይኩን ፡ ፍሉሰ ፡ ወአይያንጌጊ ፡
 ወሐረቲኒ ፡ አይኩን ፡ በትፍግዕት ፡ ወአይብ
 ላዕ ፡ ምንተኒ ፡ ኅሩየ ፡ ወይኩን ፡ ሕያው ፡ ልብ ፡
 በውሰተ ፡ ትምህርት ፡ ወይምህር ፡ በኩሎ ፡ ጊዜ ፡
 ወያንብብ ፡ መጻሕፍተ ፡ እግዚአብሔር ፡ ወይ
 ጠይቅ ፡ አከፋለ ፡ ከመ ፡ ይተርጉም ፡ መጻሕ
 ፍተ ፡ በጥያቄ ፡ ወይተርጉም ፡ ወንጌለ ፡ ወይተ
 ርጉም ፡ አሪተ ፡ ወነቢያተ ፡ ይቤ ፡ አግዚአ ፡
 “ኅሙ ፡ ትርአዩ ፡ መጻሕፍተ ፡ እሰመ ፡ አማንቲ ፡
 ሰምዐ ፡ ይከውና ፡ በእንተአዩ” ፡ ወአይፍቅድ ፡
 ረባኅ ፡ ማኅበር ፡ ዘያሰተጋፍር ፡ ፈድፋደሰ ፡

ምግብ ፡ ዳቦ ፡ ጨው ፡ ዘይት ፡ ማር ፡ ቅጠላቅ
 ጠል ፡ ይሁን ፡ ወይን ፡ ግን ፡ አይጠጣ ፡ በቀረ ፡
 ዘመኑ ፡ ግን ፡ በተቻለው ፡ መጠን ፡ ይጸም ።
 ከምግብ ፡ ለዐቅመ ፡ ሥጋ ፡ ያህል ፡ ይመገብ ፡
 ሥጋ ፡ ግን ፡ ለዘለዓለም ፡ አይብላ ፡ ቢበላው ፡
 የሚያረከሰው ፡ ሁኖ ፡ አይደለም ፡ ልቡናው ፡
 አንዳይደነድን ፡ አእምሮው ፡ አንዳይዝግ ፡ በዕ
 ረፍት ፡ ሁኖ ፡ ለሥራ ፡ ለመትጋት ፡ ስለማይቻ
 ለው ፡ ነው ፡ አንጂ ፡ ይህን ፡ ሥራ ፡ ለመፈጸም ፡
 የሚሻ ፡ ሰው ፡ ከምግብ ፡ መለየት ፡ ያሻዋልና ።
 ጽሙናንም ፡ የተቀበለ ፡ ሰው ፡ ትርፍ ፡ ገንዘብ ፡
 አይሻምና ፡ ለቁመተ ፡ ሥጋ ፡ ያህል ፡ መቀበል ፡
 ይገባዋል ፡ አንጂ ።

የ፱ ኤጲስቆስት ፡ ያከዘነውን ፡ ይፈጽም ፡ ዘንድ ፡
 የማያስችለው ፡ ደዌ ፡ በዚችው ፡ ዓመት ፡ ቢታ
 መም ፡ ዓሣ ፡ ይብላ ፡ ወይንም ፡ በመጠኑ ፡
 ይጠጣ ፡ ለጥቂት ፡ ጊዜ ፡ ወድቆ ፡ እንዳይኖር ።
 ቤተ ፡ ክርስቲያንም ፡ አስተዳደሩንና ፡ ትምህር
 ቱን ፡ እንዳታጣ ፡ ምክንያት ፡ ካልከለከለው ፡
 በቀር ፡ ዕለት ፡ ዕለት ፡ ሥጋውንና ፡ ደሙን ፡
 ለመቀበል ፡ ይትጋ ፡ ባለው ፡ ዘመን ፡ ሁሉ ፡
 ሕያው ፡ ሁኖ ፡ ይኖር ፡ ዘንድ ።

የ፲ ረሰጣ ፡ ሕጂ ፡ ሕዝቡ ፡ በሚጸምበት ፡ ጊዜ ፡
 ካልሆነ ፡ በቀር ፡ ኤጲስቆስት ፡ መጸም ፡ አይገባ
 ውም ፡ እርሱ ፡ ወደ ፡ ቤተ ፡ ክርስቲያን ፡ ቢመጣ ፡
 አንድ ፡ ሰውም ፡ ምግብ ፡ ወደ ፡ ቤተ ፡ ክርስቲ
 ያን ፡ ቢያመጣ ፡ ከማኅበሩ ፡ ጋር ፡ ይበላ ፡ ዘንድ ፡
 ይገባዋልና ።

የ፲፩ ድሰቅ ፡ ፱ ፡ ኤጲስቆስት ፡ ከምግብና ፡ ከመጠጥ ፡
 ለቁመተ ፡ ሥጋ ፡ ያህል ፡ ይውሰድ ። ያልተማሩ
 ትን ፡ ለማስተማር ፡ አንዲችል ፡ ችልም ፡ እንዳ
 ይል ፡ አብዝቶም ፡ አያወጣጣ ፡ ዘዋሪ ፡ ሰውንም
 የሚበድል ፡ እይሁን ፡ አኗኗሩም ፡ በተድላ ፡
 በደስታ ፡ አይሁን ፡ የላመ ፡ የጣመ ፡ አይቅመስ ።
 በማስተማር ፡ ጊዜ ፡ ትጉ ፡ ይሁን ፡ ዘወትር ፡
 ያስተምር ። የአግዚአብሔርንም ፡ መጻሕፍት ፡
 ይመልከት ፡ መጻሕፍትን ፡ አስረድቶ ፡ ይተረ
 ጉም ፡ ዘንድ ፡ ከፍል ፡ ከፍሎን ፡ በጥያቄ ፡ ለይቶ
 ይወቀው ። ወንጌልን ፡ እሪትንና ፡ ነቢያትን ፡
 ይተርጉም ። ጌታችን ፡ “መጻሕፍትን ፡ ተመል
 ከቱ ፡ እነርሱ ፡ ስለኔ ፡ ይመሰክራሉና” ፡ አለ ።
 (ዮሐ ፡ ፩ ፡ ፱፱) ። የሚያሳፍር ፡ የማኅበርን ፡
 ትርፍ ፡ አይውደድ ። ይልቁንም ፡ ከዓላውያን ፡

ምስለ : ዓላውያን ። ወኢይፍቅድ : መከፈልተ ።
 ዘየዐቢ : ወኢይኩን ። ተዓጋሴ ። ወኢመፍቀሬ ።
 አብዕልት ። ወጸላኤ ። ነዳያን ። ወኢያፍቅድ ።
 በዓለ ። ውዴት ። ወኢይኩን ። ስምዐ ። በሐሰት ።
 ወኢቀጡዐ ። ወኢይትሐበይ ። ፩ደኒ ። ወኢያ
 ፍቅር ። ሢመተ ። ወኢይኩን ። ዘጄኤ ። ልቡ ።
 ወጄኤ ። ልሳኑ ። ወኢስማዔ ። ወኢይተር ። ኅበ ።
 በዓላተ ። አሕዛብ ። ወኢፈታዊ ። ወኢመፍቀሬ ።
 ንዋይ ። እስመ ። እሉ ። ግብራት ። ኹሎሙ ። ጸላ
 አቱ ። ለእግዚአብሔር ። ወሱተፋኒሆሙ ። ለሰይ
 ጣናት ። ወይኩን ። ጠቢቢ ። ወለባዌ ። ከመ ። ያእ
 ምር ። እኩየ ። ወይትዐቀብ ። እምኔሁ ። ወይኩን ።
 ፍቁረ ። ለኩሉ ። ወለኩሉ ። ግብር ። ሠናይ ።
 ዘሀሎ ። ላዕለ ። ስብእ ። ለይርብኖ ። ለነፍሱ ።
 እስመ ። ኖላዊ ። ለእመ ። ርኅቀ ። እምዓመዓ ።
 ይስሕበሙ ። ለአርዳኢሁ ። ወያስተናሥእሙ ።
 ከመ ። ይኩን ። ተመላልያን ። በምግባራቲሁ ።
 ሠናያት ። በእማን ። በከመ ። ይቤ ። ሆሴዕ ።
 ነቢይ ። “እስመ ። በከመ ። ይከውን ። ካህን ።
 ከማሁ ። ካዕበ ። ሕዝብኒ” ። ወዓዲ ። መምህ
 ርነ ። ኄር ። ኢየሱስ ። ከርስቶስ ። አምላክነ ።
 ወጠነ ። ቅድመ ። ከመ ። ይግበር ። ወይምሀር ።
 ወይዘ ። “እስመ ። ዘይገብር ። ወይምሀር ።
 ዐቢየ ። ይሰመይ ። በመንግሥተ ። ሰማያት” ።

ጋር ። የሆነውን ። አይውደድ ። አብልጡልኝ ።
 አይበል ። ቀማኛ ። አይሁን ። ድሆችን ። የሚ
 ጠላ ። ባለጠጎችን ። የሚወድ ። እይሁን ። ነገረ ።
 ሠረ ። አይውደድ ። በሐሰት ። አይመስክር ።
 ቀጡ ። አይሁን ። ለአንዱ ። ሰው ። እንኳ ። አይ
 ዋሽ ። ሹመትን ። አይውደድ ። ሁለት ። ልብ ።
 አይሁን ። ሁለት ። ምላስ ። አይሁን ። ነገረ ።
 ሠረን ። የሚሰማ ። አይሁን ። ወደ ። አሕዛብ ።
 በዓል ። አይሂድ ። ገንዘብ ። ወዳጅ ። አይሁን ።
 ቀማኛም ። አይሁን ። እነዚህ ። ሥራዎች ። ሁሉ ።
 የእግዚአብሔር ። ጠላቶች ። የሰይጣናት ። ተባ
 ባሪዎች ። ናቸውና ። ከፋን ። አውቆ ። ከርሱ ።
 ይጠበቅ ። ዘንድ ። ብልህና ። አስተዋይ ። ይሁን ።
 ለሁሉ ። በሰው ። ላይ ። ያለውን ። መልካም ።
 ሥራ ። ሁሉ ። የሚወድ ። ይሁን ። እርሱን ።
 ራሱን ። ይጥቀም ። ጠባቂ ። ከዓመግ ። ቢርቅ ።
 ደቀ ። መዛሙርቱን ። ይስባቸዋልና ። በእውነ
 ትም ። የበጎ ። ምግባር ። ተከታዮች ። እንዲሆኑ ።
 ያነቃቃቸዋልና ። ነቢዩ ። ሆሴዕ ። “ካህኑ ። እንደ
 ሆነ ። ሕዝቡም ። ይሆናል ። ብሏልና ። (ሆሴ ። ፱ ።
 ፱) ። ዳግመኛም ። ደጉ ። መምህራችን ። ኢየሱስ ።
 ከርስቶስ ። አስቀድሞ ። ሠርቶ ። ያስተምር ።
 ጀመረ ።” እየሠራ ። የሚያስተምርም ። በመ
 ንግሥተ ። ሰማያት ። ታላቅ ። ይባላል” ። አለ ።
 (ማቴ ። ፩ ። ፲፱) ።

፲፱፻ ዘፀወጃቱ ። ወእምድኅረ ተሁይምቱ ። ይሀ
 መድ ። ውስተ ። ምሥዋዕ ። ወይጸሊ ። መዓልተ ።
 ወሌሊተ ። ወለእመ ። ጸለየ ። በእንተ ። ነፍሱ ።
 ወበእንተ ። ኹሉ ። ሕዝብ ። በኹሉ ። ሰዓት ።
 ሠናየ ። ገብረ ። ወየሀሉ ። ባሕተቱ ። ውስተ ።
 ቤተ ። ከርስተያን ። ወለእመ ። ኮነ ። ሎቱ ። ዘየሠ
 ምሮ ። ለነቢር ። ምስሌሁ ። እመ ። አኮ ። አሐዱ ።
 አው ። ፪ቱ ። ወውለቶሙ ። አሐቲ ። ነፍስ ። ምስ
 ሌሁ ። ይግበር ። በዘይትራድእም ። በእንተ ።
 ዘይደሉ ። ወፈድፋደስ ። ዘየዐቢ ። በእንተ ።
 ፍጻሜ ። ጸሎት ። ወተስናእም ። ወዘአጎጽሮ ።
 በእንተ ። አስተበቀሥተ ። ስንእ ። አሐዱ ።
 እስመ ። እግዚእነ ። ይቤ ። “ኅዝ ። ሀለወ ። ፪ቱ ።
 አው ። ፫ቱ ። ጉቡእን ። በስምየ ። እነ ። እሄሉ ።
 ምስሌሆሙ” ። ወለእመ ። ኢይትከሀሎ ።
 እዝልፎት ። ይጸሊ ። ሰዓታተ ። ዘፀወጃቱ ። ወያ
 ስተብቀሥ ። ለእግዚአብሔር ። በኹሉ ። ልብ ።
 ወበኹሉ ። ድካም ። ከመ ። ይኩን ። ቃሉ ። ዘይ

፲፱፻ ድስቅ ። ሷ፰ ። ከተሾመ ። በኋላም ። በቤተ ።
 መቅደስ ። ውስጥ ። ዕሙድ ። ይሁን ። በመዓል
 ትም ። በሌሊትም ። ይጸልይ ። ስለ ። ራሱና ። ስለ ።
 ሕዝቡ ። በየሰዓቱ ። ቢጸልይ ። መልካም ። አደ
 ረገ ። በቤተ ። ከርስተያን ። ብቻውን ። ይኑር ።
 ብቻውን ። መኖር ። ደስ ። የሚያስኘው ። ከሆነ ።
 ይህ ። ግን ። ባይሆን ። ከአንድ ። ወይም ። ከሁለት
 ሰዎች ። ጋር ። ይኑር ። እነርሱ ። ከርሱ ። ጋር ።
 አንድ ። አካል ። ናቸውና ። ስለሚገባው ። በሚ
 ረዱት ። ገንዘብ ። ያድርግ ። ይልቁንም ። የሚበ
 ልጠው ። በጸሎትና ። በስምምነት ። በማሳጠ
 ርም ። አንድ ። እግዚአብሔርን ። በመለመን ።
 ነው ። ጌታ ። “ሁለት ። ወይም ። ሦስት ። ሁነው ።
 በኔ ። ስም ። ተስብስበው ። ካሉበት ። እኔ ። በመካ
 ከላቸው ። እኖራለሁ” ። (ማቴ ። ፲፰ ። ፳) ። ብሏ
 ልና ። ሳያቋርጥ ። መጸለይ ። ባይቻለው ። በተወ
 ሰኑት ። ሰዓቶች ። ይጸልይ ። ድስቅ ። ሷ፰ ። በፍ
 ጹም ። ልብ ። በፍጹም ። ድካም ። እግዚአብሔ

አንቀጽ : ፩ =

ስለ : ኤጲስቆጶስ ።

ብሎ : ኪዳው : ደፍረደ : ውስተ : ስማዕያኒሁ :
ፍሬ : መንፈስ : ቅዱስ = ዘጸወቸቱ : ወኩሎ :
ቃለ : ዘይሚህር : ደይልዎ : ሎቱ : ከመ : ያእ
ምር : ወይዝክር : ከመ : ውእቱ : ገብር : ተዳሚ
እምቅድመ : ደምዞር : ከመ : ያእምር : ዘይ
ብሎ : በኩሱ : ሐተታ = እስመ : ውእቱ :
ለእመ : ኮነ : የእምር : ዘይብሎ : እለኒ : ደስም
ሶዎ : የእምሩ : ዘይብሎ =

ወዳግማዊ : በእንተ : ዘይይልዎ : ከመ : ይግዘር
ምስለ : ሕዝቡ : ወዘይኤዝዞመ : ዞቱ = ይቤሎ :
ጳውሎስ : ሐዋርያ : ለጢሞቴዎስ : ኤጲስቆጶስ :
ረድኦ : ዘቺቱ : እስከለከ : አነ : ተዳሚ : ኩሎ :
በምንትኒ : ግብር : ከመ : ታቅድም : አቅርቦ :
ስኢል : ኅዘ : እግዚአብሔር : በጸሎት : ወእስ
ተብቅዶት : ወእኩቴት : በእንተ : ኩሎ :
ሰብእ : ከመ : ይንዘሩ : በትሶግሥት : ወበዐድ
አት : በእርምም : ወበፍርሃተ : እግዚአብሔር :
ወበንጽሕ = እስመ : እሎን : ግብራት : ያበ
ጽሐ : ኅዘ : እግዚአብሔር : ማሕየዊ : ዘይፈ
ቅር : ከመ : ይሕየወ : ኩሎ : ሰብእ : ወይብ
ጽሐ : ኅዘ : እእምሮተ : ጽድቅ =

ዘጅቱ : ወኩሎ : እምሳለ : ለምእመናን :
ቢቃል : ወገድል : ወበፍቅር : ወበሃይማኖት :
ወንጽሕ : እስከ : አመጽእ : ተዐቀብ : በእን
ብዞ : ወበምሃር : ወበገሥዎ : ወኢታሰትት :
ጸጋሁ : ዘላዕሌከ : ዘወዘበከ : ምስለ : ተነብዮ :
ወምስለ : ሢመተ : እይዞሙ : ለጳጳሳት : ዑቅ :
ወሀሎ : ላዕሌዮመ = እስመ : ለእመ : ገበርከ :
እንተ : ዘንተ : ታሐይዋ : ለነፍስከ : ወስከለ :
ደስምዑከ = ወልሂቃነ : አታመጥጽ : አላ :
ስኢል : ኅዘዮመ : ወናዝዞመ : ወአስተፍሥ
ሐመ : ከመ : አብ = ወለወራዙት : ከመ : አን
ዋከ : ወለሰቡራት : ከመ : እማቲከ : ወለወርዝ
ዋት : ከመ : አንቲከ : በኩሎ : ንጽሕ : ወከ
ብር : ወለእንለ : ማውታ : ወለመበለታት :
ግበር : በጽድቅ : ወኢትትወከፍ : ውደተ :
በላዕለ : ቀሲስ : ዘእንበለ : በስምዐ : ፎቱ :
እደው : አው : ቺቱ : ወገሥዎመ : ለእስ : ደኤ
ብሱ : በቅድመ : መኳንንት : ከመ : ደፍርሁ :
ኩሎ : ሰብእ = ወኢትግበር : ምንተኒ : በአድ

ርን : ደስምንው : የሚያስተምረው : ትምህ
ርት : በሰሚዎቹ : ዘንድ : የመንፈስ : ቅዱስን :
ፍሬ : ያረፈ : ዘንድ : ድስቅ : ጸገ = የሚያስተ
ምረውን : ትምህርት : ዙሉ : እርሱ : እንደሠ
ራው : አስተማረው : ማወቅ : ይገባዋል = ዘመ
ጀመረደ : አውጥቶ : አውርዶ : የሚያስተምረ
ውን : ያውቀው : ዘንድ = እርሱ : የሚያስተም
ረውን : ካወቀ : የሚሰሙትም : የሚላቸውን :
ያውቃሉና =

፪፻፲፱ ዑለተኛው : ከሕዝቡ : ጋር : ሊያደርገው : የሚ
ገባውንና : በርሱ : የሚላቸውን : ያናገራል =
ሐዋርያው : ጳውሎስ : ደቀመዝሙሩ : ለነበ
ረው : ለኤጲስቆጶስ : ጢሞቴዎስ : በቺኛው :
ከፍል : እንዲዘ : አለው = (፩ : ጢሞ : ፪ : ፩-፬ =
፫ : ፲፩-፲፮ = ፭ : ፩-፲) = ስለ : ስው : ዙሉ : በማ
ናቸውም : ሥራ : በምትጸልዩበት : ጊዜ : አስ
ቀድመዐ : ልመናህን : ወደ : እግዚአብሔር :
ታቀርብ : ዘንድ : እኔ : እለምንሃለው = በትሶግ
ሥት : በጸጥታ : በእርምም : እግዚአብሔርን :
በመፍራት : በንጽሕና : ሁነው : ይኖሩ : ዘንድ =
እነዚህ ሥራዎች : ስዎች : ዑሉ : ይድኑ : ዘንድ :
እውነትንም : ወደማወቅ : ይደርሱ : ዘንድ :
ወደሚወድ : ወደ : ሕያው : እግዚአብሔር :
ያደርሳሉና =

፪፻፳፬ ሄ = (፩ : ጢሞ : ፬ : ፲፩ - ፲፮) = ለምእመናን :
በአነጋገር : በተጋድሎ : በፍቅር : በሃይማኖት :
በንጽሕና : አንተ : እብነት : ሁናቸው = እስከ
መጣ : ድረስ : መጽሐፍን : በመመልከት : በማ
ስተማር : በምክር : ተጠብቀህ : ኑር = ትንበ
ቷን : ከመናገር : ጳጳሳትን : በአንብሮተ : እድ :
ከመሾም : ጋራ : የሰጠህን : ጸጋ : አታቃል =
በእነርሱ : ጸንተህ : እንድትኖር : እወቅ = አንተ
ይህንን : ብትሠራ : ራስህንና : የሚሰሙህን :
ታድናለህ = ሽማግሎችን : አታሳዝን = እንደ :
አባት : ጸልዩላቸው : አረጋጋቸው : አስደሱታ
ቸውም : እንጂ = ለጉበዛዝትም : እንደ : ወንድሞ
ችህ : ለባልቴቶችም : አንደ : እናቶችህ : ለቄነ
ጃጅትም : እንደ : እናቶችህ : በማናቸውም :
ንጽሕናና : ከብር : ሁነህ : ጸልዩላቸው = እናት :
አባት : ለሌላቸውና : ባሎቻቸው : ለሞቱባ
ቸው : በእውነት : ሥራ = በቄስ : ላይ : ነገር :
ሥራን : አትሰማ = ሁለት : ወይም : ሦስት :
ስዎች : ካልመሰከሩበት : በተር : ነገር : ሠሪን :

ልዎ : ገጽ : ወኢታፍጥን : እንብር : እደሀከ :
ላዕለ : ፩ዲሂ : ወኢትላተፍ : በዝንብ : ኃጢ
አተ : ካልእከ =

፪፻፳ ስፂቱ : ወእለሂ : አግሰኑ : ነፍሳቲሆሙ : ወሰ
ሕቱ : እምፍኖተ : ርትዕ : ወይመሰሎሙ :
ከመ : ፍርሃተ : እግዚአብሔር : ተሣይጦ : ወረ
ባኅ : ይእቲ : ረኅቅ : እምኔሆሙ = ወለነሰ :
ረባኅቲነ : ዐባይ : ወይእቲ : ፍርሃተ : እግዚአ
ብሔር : በእእከሎ : ሲሳይ = እሰመ : አልቦ :
ዘእምጸእነ : ውሰተ : ዓለም : ምንተኒ = ወናሁ :
ነእምር : ንሕነ : ከመ : አልቦ : ዘንንሥእ : እም
ኔሃ : ካዕበ : ምንተኒ : ወበእንተ : ዝንቱ : ይደሉ
ዘየእከለነ : እምኔሃ : ንንሣእ : ሲሳየ : ወልብሰ =
እለሰ : ደፈቅሩ : ንዋየ : ወይፈቅዱ : ከመ : ይብ
ዐሉ : ይወድቁ : ውሰተ : መንሱት : ወመሥግ
ርት : ወፍትወት : ብዝገት : ዘታሰሕት : ወታ
ሰጥም : ሰብእ : ውሰተ : ሙሰና : ወሐጉል =
እለመ : ሥርወ : ለዞሉ : እከይ : እፍቅሮ :
ንዋይ = ወናሁ : ጽሕቁ : ዘንተ : ብዙንን :
ሰብእ : ወሰሕቱ : እምሃይማኖት : ወአብሉ :
ነፍሳቲሆሙ : ውሰተ : ምንዳቤ : ብዙኅ = ወእን
ተሰ : እ : ብእሴ : እግዚአብሔር : ጉየይ : እም
ዝንቱ : ግብር : ወይግን : ኅበ : ኅሣሠ : ጽድቅ :
ወርትዕ : ወውሰተ : እሠረ : ገይማኖት : ወተ
ፋቀሮ : ወውሰተ : እሠረ : ትዕግሥተ : ወትሕ
ትና = ወተጋደል : በእንተ : ሃይማኖት : ርት
ዕት : ወሠናይት : ወትረክብ : ሕይወተ : ዘለ
ዓለም : እንተ : ላቲ : ተጸዋዕከ = ወአገዘሙ :
ለእብዕልተ : ዝንቱ : ዓለም : ከመ : ኢይት
ዐበዩ : በእልባቢሆሙ : ወእይትወከሉ :
በብዕሎሙ : ዘአልቦ : ተወነሎ : በላዕሊሁ =
አላ : ይትእመኑ : በእግዚአብሔር : ሕያው :
ዘወሀበነ : ዞሎ : በብዙነ : ብዕሉ : ለዕረፍተ :
ዚእነ = ወከመ : ይብዐሉ : በምግባረ : ሠናይ :
ወያፍጥኑ : ለውሂብ : በእዕርዮ : ወያንብሩ :
ለነፍሰሙ : መሠረተ : ሠናየ : ለግብር : ዘይመ
ጸእ : ከመ : ይርከቡ : ሕይወተ : ዘበእማን =
እ : ጢሞቴዎስ : ተዓቀብ : ዘእማንፀንኩከ :
ወጉየይ : እምሰሚዐ : ከንቱ ወእመኃድ
ምተ : ዓለም : ሐሳዌ = እሰመ : እለ : ዮኅሥሠ :

፪፻፳

አትሰማ = የበደሉትን : በሊቀውንት : ፈት :
ገሥጸቸው : ለዎች : ዑሉ : ይፈሩ : ዘንድ =
ፈትን : አይቶ : በማድላት : ምንም : ምን : እት
ሥራ = ማንንም : ፈጥነህ : በእንብርተ : እድ :
አትሹም = በዚህ : የሌላውን : ሰው : ኃጢአት :
አትካፈል =
በ፪ኛውም : ክፍል : እንዲህ : እለ = (፩ጢሞ :
፮ : ፭-፳፩) = ሰውነታቸውን : በኃጢአት : ያጠ
ፉትንና : ከቀናው : መንገድ : የራቀቅን : እግ
ዚአብሔርን : መፍራት : ንግድና : ጥቅም : የሚ
መሰላቸውን : ለዎች : ተለያቸው = እኛሰ :
ታላቁ : ጥቅማችን : እግዚአብሔርን : መፍ
ራት : ነው : የዕለት : ምግባችንን : ማግኘታ
ችን : ይበቃናል = ወደዚህ : ዓለም : ያመጣነው
ነገር : ምንም : የለምና = እነሆ : እኛ : ዑለተኛ
ዘርቧ : የምንወለደው : እንደሌለን : እናውቃ
ለን = ስለዚህ : ከእርቧ : ምግብና : ልብሰ :
እንወለድ : ዘንድ : ይበቃናል = ገንዘብን : የሚ
ወዱ : ለመበልጠጥም : የሚሹ : ግን : ወደ :
ፈተና : ወደ : ወጥመድ : ሰውን : በፍጹም :
ጥፋት : በምታሰጥምና : በምታስት : ብዙ :
በሆነች : ምኞት : ይወድቃሉ = የክፉ : ሥራ :
ዑሉ : ምንጩ : ገንዘብን : መውደድ : ነውና =
እነሆ : ብዙ : ለዎች : ይህንን : ተመኝተው :
ከሃይማኖታቸው : ወጡ = ሰውነታቸውንም :
በብዙ : ችግር : ውሰጥ : ጣሉ = እንተ : ግን :
የእግዚአብሔር : ሰው : ሆይ : ከዚህ : ሥራ :
ራቅ = እውነትን : መፈለግን : ተከተል : የትዕ
ግሥትንና : የትህትናን : ፈለግ : ተከተል = ስለ :
ቀናች : ሃይማኖት : ተጋደል = የተጠራኸላትን :
የዘላለም : ሕይወት : ታግኛለህ = ለእኛ : ዕረ
ፍት : በብዙ : ሰጦታው : ዑሉን : በሰጠን : በእ
ግዚአብሔር : ይታመኑ : እንጂ : ሊታመኑበት :
በማይገባ : ሀብታቸው : እንዳይታመኑ : በል
ባቸው : እንዳይታበዩ : የዚህን : ዓለም : ባለጠ
ኅች : እዘላቸው = በሰኅ : ምግብር : ይበለጸጉ :
ዘንድ : እውነተኛውንም : ሕይወት : ያገኙ :
ዘንድ : ለሚመጣው : ሥራ : መልካም : መሠ
ረት : ለነፍሳቸው : ያኖሩ : ዘንድ : እዘላቸው =
ጢሞቴዎስ : ሆይ : እደራ : ያልኩህን : ጠብቅ =
ከንቱን : ነገር : ከመሰማት : ሐሰተኛ : ከሆነ
ውም : ከዚህ : ዓለም : ተረት : ራቅ = ይህን :
የሚፈልጉ : ዑሉ : ከሃይማኖት : እነሆ : ወጥተ

ዘንተ : ናሁ : ስሕተ : እምሃይማኖት : ወጸጋ : ምሰሌክ : እሚን ።

፻፲፮ ድሰቅ : ፬ቱ : ጸሐቅ : ሊቃለ : ትምህርት : እ : ኤጲስቆሶስ : ወለእመ : ኮንከ : ትክል : ተርጉሞ : እምነ : ኮሉ : መጻሕፍት : ቃላተ : እጽግቦም : ለሕዝብክ : ወእብርሀ : ሎም : እምነ : ብርሃን : ሕገጋቲክ : ከመ : ይኩኑ : በዝንቱ : እብዕልተ : በብዝሃ : ትምህርትክ ።

፻፲፯ ወደደሉ : ለክመ : እ : ኤጲስቆሶስት : ከመ : ትኩኑ : ስብእ : ዓይን : ለሕዝብ : እሰመ : እሰደንጉሁ : እንትሙ : ለክርስቶስ ። ወእግዚአብሔር : ደቤ : በእፈ : ሕዝቅኤል : ነቢይ : በእንቲአክሙ : እ : ወልደ : እንሰ : እመሐያው : ረሰዶኩክ : ስብእ : ዓይን : ለዝንቱ : ሕዝብ : ትሰማዕ : እምኔዩ : ነገረ : ወትሰብክ : ወትሰቀቦም : ቦቱ : እመንገሰ : ገጽዩ : እምነቢዩ ። እሰመ : ለእመ : ኢነገርኮ : ለጎጥእ : ከመ : ይትወቀብ : እምነ : ኃጢአቱ ። ወውእቱ : ኃጥእ ሶበ : ሞተ : በኃጢአቱ : ወደሞ : እትኅሠሥ : እምእይከ ። ወለእመስ : እቅደምክ : ወእመርኮ : ስኅዩእ : ወነገርኮ : ከመ : ይትገኅሥ : እምእከዩ : ወእተግኅሠ : እምኔሁ : ወእቱ : ኃዩእ : ወሞተ : በኃጢአቱ : ወእንተ : እድኅንክ : ነፍሰክ ። ወበእንተ : ዝንቱ : መሀርዎም : ለእሰ : ዩሐውሩ : ዘእንበለ : እእምሮ : ወለእለ : ተምሀሩ : እጽንሰዎም : ወሚጥዎም : ለሰሐታን : ወንግርዎም : በኮሉ : ጊዜ : በእንተ : ስሕተቶም ።

፻፲፰ እቅም : ነፍሰክ : በንጽሕ : ኦ : ኤጲስቆሶስ : በኮሉ : ምግባርክ ። ወእእምር : መንርጎ : ሚመትክ : እሰመ : እንተ : እምሳለ : እግዚአብሔር : በኅበ : ሕዝብ : በሚመትክ : ወኮንክ : ርእሰ : ለሰብእ : ወለኮሎም : ነገሥት : ወመኳንንት : ወካህናት : ወለእበው : ወለውሉዶም : እለ : ተምሀሩ ። ወለኮሎም : እለ : ሀለው : ታሕተ : ትእዛዝክ ። ንበር : ውስተ : ቤተ : ክርስቲያንክ : ወስብክ : በቃል : እሰመ : ለክ : ሥልጣን : ከመ : ትኩንን : ኃጥእን ። እሰመ : ለክሙ : ይቤ : እለ : ተእስርዎም : በምድር : ይኩኑ : እሰራን : በሰማያት : ወእለሂ : ትፈትሕዎም : በምድር : ይኩኑ : ፍቱሐን : በሰማያት ። ኩንን : በሥልጣን : በእምሳለ : እግዚአብሔር ። ወለዘንሰሐ : ተወከፎ : ኅቤክ : እሰመ : እግዚአብ

ዋልና ። ጸጋ : ከእንተ : ጋር : ትሁን : እሚን ።

፻፲፯ ድሰቅ : ፬ ። ኤጲስ : ቆሶስ : ሆይ : ለማስተማር : ትጋ ። መጻሕፍትን : ሁሉ : ለመተርጎም : ብትችል : ሕዝብህን : ትምህርት : እጥግባቸው ። በብዙ : ትምህርተ : ባለጠጎች : ይሆኑ : ዘንድ ። ከሕጎችህ : ብርሃን : እብራላቸው ።

፻፲፯ ኤጲስቆሶስት : ሆይ : ለሕዝቡ : ጉብኞች : ትሆኑ : ዘንድ : ይገባችኋል ። ዩክርስቶስ : ዓይኖቹ : እናንተ : ናችሁና ። እግዚአብሔርም : ስለእናንተ : በነቢይ : በሕዝቅኤል : እፍ : እንዲህ : እለ ። (ሕዝ : ፫ : ፲፮ - ፳፩) ። “የሰው : ልጅ : ሆይ : ለዚህ : ሕዝብ : ጉብኛ : እደረግሁህ ። ከእኔ : ነገር : ሰምተህ : እንድታስተምር : እንደኔ : እንደራሴ : ሆነህ : ትጠብቃቸው : ዘንድ : ኃጥሉ : ከኃጢአቱ : ይጠበቅ : ዘንድ : ባትነግረው : ይህም : በኃጢአቱ : ሳለ : በሞት : ደሙን : ከእንተ : እፈልጋለሁ ። አስቀድመህ : ግን : ከኃጢአቱ : እንዲመለስ : ብትነግረው : ይህ : ከኃጢአቱ : ባይመለስ : በኃጢአቱም : በሞት : እንተ : ራሱን : እዳንህ” ። ስለዚህም : ያለ : እውቀት : የሚኖሩትን : እስተምሯቸው ። የተማሩትን : እጽኟቸው ። የተሳሳቱትንም : መልሷቸው ። በየጊዜውም : ስለ : ስሕተታቸው : ንገሯቸው ።

፻፲፰ ኤጲስቆሶስ : ሆይ : በሥራው : ሁሉ : ራሱን : በንጽሕና : እጽና ። የሹመትህንም : መንርግ : እወቅ ። በሕዝቡ : ዘንድ : በሹመትህ : እንደ : እግዚአብሔር : ነህና ። ለሕዝቡ : ለነገሥታቱ : ሁሉ : ለመኳንንቱ : ለካህናቱ : ለአባቶችና : ለተማሩት : ልጆቻቸው : ከትእዛዝህ : በታች : ለሰት : ሁሉ : እለቃ : ሁነሃልና ። በቤተ : ክርስቲያንህ : ተቀመጧ ። በቃልህም : እስተምር ። በኃጥእን : ትፈርድ : ዘንድ : ሥልጣን : እለህና ። በምድር : ያሰራችኋቸው : በሰማይ : የታሰሩ : ይሆናሉ ። በምድርም : የፈታችኋቸው : በሰማይ : የተፈቱ : ይሆናሉ ። (ዮሐ : ፳ : ፩) ። ብሎ : ለናንተ : ተናግሮአልና ። በእግዚአብሔር እምሳለ : በሥልጣንህ : ፍረድ ። ንሰሐ : የገባውን : ሰው : ወደእንተ : ተቀበለው ። እግዚአ

ሐር : አምላክ : ምሕረት : ውሉቱ ።
 ፻፲፱ ገሥጽ : ለዘደኤብሰ : ወኢትሰድዶ : ለዘደኤ
 ሰሕ ። አሰተሐምም : አ : ኤጲስቆጶስ : ለመድ
 ኃኒተ : ነሱ : ሰብአ : ለለጅ : አሰመ : ለክሙ :
 ደቤ : አግዚአን : ዑቁ : ኢታሰተሐቅርዎ : ለጅ :
 አምእሉ : ንኡሳን ። ወአእምር : በዝንቱ : ከመ :
 ውሉቱ : ደኤቤ : ደትኃሠሥ : አምኔከ : ዘብ
 ዙኅ : አውሥኦ : ፈድፋድሰ : ለዘአማኅወንዎ :
 ብዙኅ : ደትኃሠሥ : ብዙኅ ።

፻፳ ሀሉ : አንተ : እንበለ : ሐሜት : ከመ : አይትሀ
 ቀፍ : በአንተኤከ : ጅዱሂ : ወሕዝባዊ : ያሰተሐ
 ምም : በነፍሱ : አንተሰ : ያርከ : ያሪ : ከቡደ ።
 ጽሑፍ : ከመ : አግዚአብሔር : ደቤሎ : ለሙሴ
 አንተ : ወአሮን : ትወውፍ : አበላሆሙ : ለሕ
 ዝብ : ተግዋርያን ። መሀሮሙ : ለአለ : ደትሂ
 የዩ : ወአእምር : ከመ : ለከ : ሶሂት : ዐቢደ :
 ለአመ : ገበርከ : ዘንተ : በከመ : ብከ : ነኑኔ :
 ሀቢደ : ለአመ : ተሀክደከ : በአንተአሁ ።

፻፳፩ ወሰባ : መጽአ : ኅቤከ : ዘሀለው : ቦቱ : ዐቢደ :
 አበላ : ኢትትሃዩደ : ኪደሁ ። ደቤ : ሕዝቅ
 ኤል : ነቢደ : በአንተ : ኤጲስቆጶስ : ዘይትሂ
 የደ : እንበደነ : ሕዝቡ : አሌ : ሎሙ : ለኖሎተ :
 አሰራኤል : አለ : ኅድጉ : አባግኅደሙ : ዘዶር
 ሰዩ : ለለጅ : አኮኑ : አንትሙ : ኖሎት : ዘትር
 ሰዩ : አባግሀ : ወአንትሙ : ለሐሊብ : ትሰት
 ደዎ : ወለሀምር : ዘትሉብሰዎ : ወለመግዝ
 እኒ : ሰቡሕ : ዘትጠብሕዎ : ወአባግሰዩሰ : ኢት
 ርዕዩ : ወለዘደከመ : ኢታጸንዕዎ : ወለዘተ
 ሰብረ : ኢትፈውሰዎ : ወለዘተገድፈ : ኢተኃ
 ሥሥዎ : ወለዘተሐጉለ : ኢትረከብዎ : ወኢት
 ሜሀርዎሙ : ትምበርት : በውሶዩተ : ልብ :
 ዳዕሙ : በሰላቅ ። ወተዘርወ : አባግሰዩ : በእ
 ንተ : ዘአልዘመ : ኖላዊ : ወኮኑ : መብልሀ :
 ለአኖብሰተ : ገዳም ። ወደቤ : ካለዘ : አንሰ :
 አፈትሕ : ማእከለ : አባግለ : ወኖሎት : ወማእ
 ከለ : በግዕ : ወበሐቱ ።

፻፳፪ ለዘኒ : አበሰ : አ : ኤጲስቆጶስ : ወአውግአኮ :
 በግዘት : ኢትጎድኅ : አፍአ : አላ : ሚጦ : ኅዘ :
 ቤተ : ክርሰቲያን ። ወለዘተገድፈ : ጎሥሦ :
 ወለዘኢደሴፎ : መድኃኒተ : በአንተ : ብዝኅ :
 ኃጣውኢሁ : ኢትጎድኅ : ደትሐጉል : በነሱ ።

ብሔር : የምሕረት : አምላክ : ነውና ።
 ፻፲፱ የበደለውን : ምክረው : ንሰሐ : የነባውንም :
 አታባረው ። ኤጲስቆጶስ : ሆዶ : አዎንዳንዱ :
 ሰውን : ሁሉ : ለማዳን : ትጋ ። ጌታችን : ለና
 ንተ : ከታናኖሾቹ : አንዱን : አታቃሉ : ብሏ
 ልና : (ማቴ : ፲፰ : ፲) ። በዚህ : ካንተ : ብዙ :
 እንደሚፈለግብህ : እወቅ ። ብዙ : አደራ : ያሉ
 ትን : ብዙ : ደረልጉበታልና ። (ሉቃ : ፲፪ : ፵፰) ።

፻፳ አንዱ : ለንጌ : በአንተ : እንዳይሰናከል : ያለ
 ሐሜት : ኑር ። ሕዝባዊ : ለራሱ : ያለባል :
 አንተ : ግን : ከዛድ : ሸክም : ተሸከመሃል ።
 አግዚአብሔር : ለሙሴ : “አንተና : አሮን :
 የሕግ : አፍራሾች : የሕዝቡን : ዘደል : ትሸ
 ከማላችሁ : አለው ። (ዘኁ : ፲፰ : ፩-፪) ።
 የሚል : ጽሑፍ : አለ ። ቸልተኞችን : አሰተም
 ራቸው ። ቸል : ብትል : ሰለነሱ : ትልቅ :
 ቅጣት : እንዳለብህ : ይዘንን : ብታደርግ :
 ታላቅ : ዋጋ : እንዳለብህ : እወቅ ።

፻፳፩ ትልቅ : በደል : ያለበት : ለው : ወዳንተ : ዘመ
 ጣ : ጊዜ : ቸል : አትበለው ። ነቢዩ : ሕዝቅ
 ኤል : ሕዝቡን : ቸል : ለለሚል : ኤጲስቆጶስ : አን
 ዲህ : አለ ። (ሕዝ : ፴፬ : ፪ - ፭) ። አዎንዳንዱ :
 የሚጠብቋቸውን : በኅች : ለተወ : ለአሰራ
 ኤል : ጠባቂዎች : ወዮላቸው ። በኅችን : የም
 ትጠብቁ : እረኞች : አናንተ : አይደላችሁምን :
 ወተቱን : የምትጠጡት : ጠጉሩን : የምትለብ
 ሱት : የሰባውን : ፍሪዳ : የምትርዱት : አና
 ንተ : አይደላችሁምን ። በኅችን : አትጠብ
 ቁም : የደከመውን : አታጸኑትም : የተሰበረ
 ሙን : አትጠግኑትም : የጠፋውን : አታገኙ
 ትም ። ዘጋለ : መንፈስ : አታስተምሩዎቸ
 ሙም : ዘዐበት : ነው : እንጂ ። በኅቹ : ጠባቂ :
 ሰለሌላቸው : ተበተኑ : ለዳር : እንበሉችም :
 ምግብ : ሆኑ” ። አለ ። ዳግመኛም : በበኅችና :
 በእረኞች : መካከል : በአውራውና : ዘመንጋ
 ሙም : መካከል : እረርዳለው : አለ ። (ሕዝ :
 ፴፬ : ፲፯) ።

፻፳፪ ኤጲስቆጶስ : ሆዶ : የበደለውን : አውግዘዘ :
 ብትለዩው : በውጭ : አትተወው : ወደ : ዜተ :
 ክርሰቲያን : መልሰው : እንጂ ። የጠፋውንም :
 ፈልግ ። ሰለ : ኃጢአቱ : ብዛት : አድናለሁ :
 ብሎ : ተሰፋ : የማይደርገውን : በሁሉ : ጠፍቶ :

መከራም : ይደልም : ለኢሲቆጶሳት : ይቀር :
 ኃጢአተ : ኃጥእ : ሳሰሰ : ነፍሱ : መደረሲ :
 ሱቱ : ከመ : ዘለበስ : ጠላቱ : ፈጽላዬ :
 መደብሎ : ለዘለበስ : ተመዋጥ : አንተ : መእን :
 እትዋከፍ : ሞተ : ዘየንቱከ : እምሳለ : እግ
 ዘእን : እየሱስ : ክርስቶስ : ዘሞተ : በእን
 ቲእየ : መበእንተ : ነሱሙ ። መደብሎ ። እን :
 ኖላዊ : ኃር : ኖላዊስ : ኃር : ይሚሉ፣ ነፍሱ :
 ዘየንተ : እባግዓዱ : መንሳብስ : ዘእኩን : ኖላዊ
 መእኩን : እባግዓዱ : ዘዘእኩ : ሶበ : ርእየ : እንዘ :
 ይመጽእ : ተነፋ : ዘጠላቱ : ዲያብሎስ : የን
 ድንን : ለእባግዓዱ : መደጉይይ : መደመገግ፣
 ተነፋ : ለእሳ : አባግሶ ።

፪፳፫

በቃቤ : አባግሶ : ንግግ፣ ሰግዐ : ዘተገድፈ :
 ከመ : እግዚእን : ይቤ : ጠላቱ : የንድግ : ሻ
 ወዘተ : ጠላቱ : ይብር : መዋሐሙር : ይንግግ፣
 ዘተገድፈ : መሶበ : ረከበ : ይፀውሮ : ዲበ : መት
 ከፍቱ : መደበጠላ : ንበ : መርዓት : እንዘ : ይት
 ፈግሐ : ጠላቱ : በእንቲእቡ ።

፪፳፬

መለእመ : ኮን : ድወደ : በኃጢአት : የንግግ፣
 በቃቤ : ሥራይ : ልብወ : ዘይትራድእ : በእንቲ
 ሕማሙ : ወንዋ : ይቤ : እግዚእን፣ እኮ : ጥቡ
 ደን : ዘየንግግ፣ ለዐቃቤ : ሥራይ : ዳእመ :
 ድወደን : መወልደ : እንሰ : እመሕዳውኒ : ሶበ :
 መጽእ : እንዘ : ጠላቱ : በቃቤ : ሥራይ : እድ
 ንን : መፈወስ : ድወደን፣ ።

፪፳፭

መእታፍቅር : መስተዋድደን : መእስሱን ።
 መለእመ : ርእኩ : ለኃጥእ : ገግ፣ በበንስ
 ቲት : መእታፍቅርን : ስዲዶቶ : መእዘመ :
 ለዲያቆናት : ይርከብም : እፍእ : መደኅጥም :
 መደግብእም : መደጸልዩ : በእንቲእቡ : እሚን :
 ሥራሶ : ሱቱ : ጸመ : በእንተ : ኃጢአቱ : በእ
 ምባን : ከሃሎቱ : እሐደ : ወጀተ : ሱባዓደተ :
 አው : ሠሰሱተ : አው : አርባሶተ : አው : ሐም
 ሱተ : አው : ስድስተ : መመዘሮ : ከመ : ይትገ
 ሠሶ : በከመ : ይደሉ : ለግርዮተ : ኃጢአቱ :
 መእከብሮ : መመዘሮ : ከመ : ይኩን : ትሐተ :
 መዋዘበ : በርእሱ ።

፪፳፮

ዘጅቱ : መደደሉ : ለከመ : ኮ : ኢሲቆጶሳት :
 ከመ : ትረስደም : ለከመ : እርእዮ : ለመድኃ
 ኒን : መንገግን : መእምሳንን : እየሱስ : ክርስ

ደቀር : ዘንድ : እትተመው ። እንዲሆም : ኢሲ
 ቆጶሳት : የኃጥእን : ኃጢአት : ሊሸከም : ይገባ
 ዋል ። እርሱም : ፈጽሞ : እንደበደለ : ይደርግ
 ለት ። የበደሰውንም : “እንተ : ተመሰሰ : እኔ
 ም : ስለእኔን : ስለ : ሁሉ : በሞተው : በጌታ
 ቸን : በእየሱስ : ክርስቶስ : እምሳለ : ስለእ
 ንቲ : ሞትን : እቀበላለሁ።” ይበለው ። “እኔ :
 ቸር : ጠባቂ : ነኝ : ቸር : ጠባቂ : ስለ : በጎቹ :
 ስውነቱን : እሳልፎ : ይሰማል : ጠባቂ : ያል
 ሆን : በጎቹም : የእርሱ : ይደደሉ : ይመወዝ
 ተኛ : ግን : ይኸውም : ዲያብሎስ : ነው : ተነፋ
 ሳ : ሲመጣ : ባዮ : ጊዜ : በጎቹን : ትቶ : ይሸ
 ሻል : በጎቹን : ተነፋ : ይነጥቃቸዋል ።” ይላል
 (ዮሐ : ፲ : ፲፩ - ፲፪) ።

፪፳፫

የበጎች : ጠባቂ : ሆይ : የጠፋውን : በግ : ፈልግ :
 ዘጠና : ዘጠኙን : በተራራ : ላይ : ትቶ : የጠ
 ፋውን : ሊፈልግ : ይሄዳል : ባንኛውም : ጊዜ :
 በትከኻው : ተሸክሞ : እርሱ : ስለ : እርሱ :
 ደስ : እያለው : መደ : መንጋው : ያገባዋል :
 ብሎ : ጌታችን : እንደ : ተናገረ : (ሉቃ : ፲፭ :
 ፱ - ፳) ።

፪፳፬

በኃጢአት : የታመመ : በሆን : ስለ : ሕማሙ :
 የሚረዳው : አዋቂ : ሐኪም : ይፈልጋል ።
 እነሆ : ጌታችን : ሐኪምን : የሚፈልጉት : ጤን
 ጥች : እይደሉም ። በሸተጥች : ነቸው : እንጂ :
 (ማቱ : ፱ : ፲፪ - ፲፫) ። እለ ። የሰው : ልጅ :
 ሐኪም : ሆኖ : በመጣ : ጊዜ : ድውዮችን :
 ፈጽሞ : አዳኑ ።

፪፳፭

ነገረ : ሠራዎችንና : ስስታሞችን : እትውደድ።
 ኃጢአተኛውን : ብታገኘው : ጥቂት : በጥ
 ቂት : ምክረው ። ፈጥነዘ : አትሰየው ። ዲያቆ
 ናትም : በውጭ : እግኝተው : እባብለው :
 እንዲመልሱት : ስለርሱም : እንዲጸልዩ : እዘ
 ዛቸው ። ያንጊዜ : በቸሎታው : መጠን : ጸም :
 ሥራለት ። እንደኛ : ሁለት : ሱባዓ : በሆን :
 መደም : ሦስት : መደም : ፬ : መደም : ፭ : መደ
 ም : ፮ : ሱባዓ : ሥራለት ። ኃጢአቱን : ለማስ
 ተሥረድ : በሚገባ : እንዲገጠጽ : አስተምረው
 አክብረው ። በራሱ : ትሐት : የዋዘ : እንዲሆን
 አስተምረው ።

፪፳፮

ድስቅ : ፭ ። ኢሲቆጶሳት : ሆይ : መድኃኒታ
 ቸንን : ንጉሣችንን : አምላካችንን : እየሱስ :
 ክርስቶስን : አብነት : ልታደርጉት : ይገባች

አንቀጽ ፡ ፳።

ቶስ ፡ ወትኩንዎ ፡ ስብእ ፡ ዓይን ፡ ወተመሰሱ ፡ ከያው ፡ ከመ ፡ ትኩን ፡ መሐርያን ፡ ወገባርያን ፡ ሰላም ፡ ወእኩ ፡ ድንጽዋን ፡ ወእሰቡያን ፡ ወእመደልዋን ፡ ገጽ ፡ ወእዙንራን ፡ ወእበላሰያን ፡ ወእሰታይያን ፡ ዘእንበሰ ፡ ዓቅም ፡ ወእታስ ትቱ ፡ ዐብታተ ፡ እግዚአብሔር ፡ ዳሰሙ ፡ ተወከፍዎ ፡ እስመ ፡ እንትሙ ፡ ናው ፡ ኮንክሙ ፡ መገብተ ፡ ንራን ፡ ለእግዚአብሔር ፡ እስመ ፡ ሎቱ ፡ ታገብእ ፡ ምግብና ፡ ወሥርዓተ ፡ ዘመዘክሙ ።

ፃ፳፮

ወይኩን ፡ ኤጲስቆጶስ ፡ ዘድንሥእ ፡ እምን ፡ መብልፅ ፡ ወልብስ ፡ በእምጣን ፡ ዘየእክሉ ፡ ዘይደሉ ፡ ስመፍቅድ ፡ ዘንጽሕ ፡ እስመ ፡ ይደልዎ ፡ ዐስቡ ፡ ስዘይትቀንዶ ፡ ወእያሙኒ ፡ አልባሲው ፡ ዳሰሙ ፡ ይንግእ ፡ ዘይትፈቀድ ፡ ስከዲን ፡ ሥጋው ፡ ባሕቲቱ ፡ እኮ ፡ ካልእ ፡ ሥርጋዌ ፡ ዘይሣኒ ።

ፃ፳፯

እንትሙ ፡ ይእዜ ፡ ካዛናት ፡ በቅድመ ፡ ሕዝብ ከመ ፡ ወእንትሙስ ፡ ሊዋውያን ፡ ላእካነ ፡ ይብተራ ፡ ቅድስት ፡ እንተ ፡ ይእቲ ፡ ቤተ ፡ ክርስቲያን ፡ ጉባኤ ፡ ቅድስት ፡ እንትሙ ፡ አበዌ ሆሙ ፡ ለሕዝብ ፡ ዘታሕተ ፡ እይዌክሙ ፡ እንትሙ ፡ አርእስት ፡ በላሰሊሆሙ ፡ ለሊቃናት ፡ ወነገሥታት ፡ ወመገብት ፡ እንትሙ ፡ በራቅያን ፡ ማእከሰ ፡ እግዚአብሔር ፡ ወስብእ ፡ ወምአመናኒሆሙ ፡ ወሠራይያን ፡ ኃሳውእ ፡ ነሉ ፡ ወእውሃእያን ፡ በእንቲእሆሙ ፡ ወለክሙ ፡ ካሰበ ፡ ሰሜት ፡ ዐበይ ፡ እምነበ ፡ እግዚአብሔር ፡ ወክብር ፡ ዘእያትንዝር ፡ ስብሐቱ ፡ ዐእው ፡ እንትሙ ፡ ዘትትለክቱ ፡ ለቤተ ፡ ክርስቲያን ፡ ቅድስት ፡ ሠናዩ ፡ ተልእኮ ፡ ወበከመ ፡ እንትሙ ፡ ያርክሙ ፡ ኃጢአተ ፡ ነሉ ፡ ለሰእሐዲ ፡ ከማው ፡ ካለበ ፡ እንትሙ ፡ ትንሥኡ ፡ መብልዐክሙ ፡ ወልብሰክሙ ፡ ወመፍቅዳቲ ከመ ፡ እምን ፡ ነሉ ፡ ለሰእሐዲ ።

ፃ፳፰

ድስቅ ፡ ፳ ፡ ኩን ፡ መበባን ፡ ዘእምሳለ ፡ ነዐብተ ፡ ብሩር ፡ ከማው ፡ ይደሉ ፡ ከመ ፡ ድግበር ፡ ኤጲቆጶስ ፡ ለሰብእ ፡ ዘይቀርዐሙ ፡ ነቤው ፡ ለእለ ፡ በሙ ፡ ተምያን ፡ ወእስሳ ፡ ይፈውሶሙ ፡ ወለእመ ፡ ኮን ፡ ይዌከሙ ፡ አልቡቱ ፡ ፈውስ ፡ ያርንቆሙ ፡ እምኒው ፡ ወእያርንቆሙ ፡ እምኒው ፡ አርንቆተ ፡ ፍጹመ ፡ በሙቲር ፡ ወእያትእመን ፡ መነሂ ፡ አሐዲ ፡ ላሰለ ፡ ሥርዓተ ፡ ምግብናው ።

ሰለ ፡ ኤጲስቆጶስ ።

ኋል ፡ ጉዘኞችም ፡ ልትሆን ፡ ይገባችኋል ፡ እርሱንም ፡ ምሰሉት ፡ የምትራሩ ፡ ሰላምንም ፡ የምትፈልጉ ፡ ትሆን ፡ ዘንድ ፡ ንፋጎች ፡ ትሰበቱኞች ፡ ፈት ፡ እይታችው ፡ የምታዳሉ ፡ ኩራተኞች ፡ ያለልክ ፡ የምትበሰና ፡ የምትጠጡ ፡ እትሆኑ ፡ የእግዚአብሔርን ፡ ስጦታ ፡ እታቃሉ ፡ ተቀበሉት ፡ እንጂ ፡ እናንተ ፡ አውን ፡ ለእግዚአብሔር ፡ ይጎች ፡ መጋበዎች ፡ ሆናችኋልና ፡ የስጣችሁንም ፡ ሥርዓቱንና ፡ እስተዳደሩን ፡ ለእርሱ ፡ ትመልሳላችሁና ።

ፃ፳፯

ኤጲስቆጶስ ፡ ከምግብና ፡ ከልብስ ፡ የሚበቃውን ፡ ያህል ፡ የሚወስድ ፡ ይሁን ፡ ለሚያገለግል ፡ ዋጋው ፡ ይገባዋልና ፡ ልብሱን ፡ እያሳምር ፡ ሥጋውን ፡ ለመሸፈን ፡ የሚበቃውን ፡ ያህል ፡ ይውሰድ ፡ እንጂ ፡ ሌላ ፡ ጌተ ፡ የሚያስፈልግ ፡ እይደለም ።

ፃ፳፰

በሕዝባችሁ ፡ ዘንድ ፡ እናንተ ፡ ዛሬ ፡ ካዛናት ፡ ናችሁ ፡ እናንተ ፡ የቅድስት ፡ ደብተራ ፡ እገልጋዎች ፡ የሆኑ ፡ ሊዋውያን ፡ ናችሁ ፡ ይህችውም ፡ ጉባኤ ፡ ቅድስት ፡ ቤተ ፡ ክርስቲያን ፡ ናት ፡ ከሥልጣናችሁ ፡ በታች ፡ ላሉት ፡ ሕዝብ ፡ እናንተ ፡ አባቶች ፡ ናችሁ ፡ የሹማምት ፡ እስቆች ፡ እናንተ ፡ ናችሁ ፡ በእግዚአብሔር ፡ ና ፡ በሰው ፡ መካከል ፡ የምታስታርቁ ፡ እናንተ ፡ ናችሁ ፡ ኃጢአትን ፡ ሁሉ ፡ የምታስተመርዩ ፡ ስስነርዕም ፡ መልስ ፡ የምትሰጡ ፡ እናንተ ፡ ናችሁ ፡ ከእግዚአብሔር ፡ ዘንድ ፡ ከፍተኛ ፡ ዋጋ ፡ ምስጋናው ፡ ተነግሮ ፡ የማያልቅ ፡ ክብር ፡ አሰ ፡ በቅድስት ፡ ቤተ ፡ ክርስቲያን ፡ መልክም ፡ እገልግሎትን ፡ የምታገለግሉ ፡ እናንተ ፡ ናችሁ ፡ እናንተ ፡ የያንዳንዱን ፡ ኃጢአት ፡ እንደተሸከማችሁ ፡ እንዲሁም ፡ ከያንዳንዱ ፡ ምግባችሁንና ፡ ልብሳችሁን ፡ የሚያስፈልጋችሁንም ፡ ሁሉ ፡ ትቀበላላችሁ ።

ፃ፳፱

ድስቅ ፡ ፳ ፡ እንደ ፡ ብር ፡ አንጣሪዎች ፡ ብልሆች ፡ ሁኑ ፡ ኤጲስቆጶስ ፡ ወደርሱ ፡ ለሚያቀርባችሁ ፡ ሰዎች ፡ እንዲሁ ፡ ያደርግ ፡ ዘንድ ፡ ይገባል ፡ ተንኩልና ፡ በደል ፡ ያለባችሁን ፡ ሰዎች ፡ ያፈውሳችሁ ፡ ይዌያችሁ ፡ ፈውሳ ፡ የሌሎ ፡ በሆን ፡ ግን ፡ ከእርሱ ፡ ያርቃችሁ ፡ ሆናም ፡ በማውገዝ ፡ ፍጹም ፡ ማራቅን ፡ ከእርሱ ፡ እያርቃችሁ ፡ በሥራው ፡ ላይ ፡ ማንንም ፡ ማን ፡

አላ ፡ ሰሊሁ ፡ ስነፍሱ ፡ በዘይደሉ ፡ ወኢይእመን
ዮሱ ፡ ስምዐ ፡ ሐሰት ፡ በላዕሌሆሙ ።

፪፱

ወኩን ፡ ከመ ፡ ብእሴ ፡ እግዚአብሔር ፡ በእ
ንኖ ፡ መንፈስከ ፡ ወኢታዕምዕ ፡ ከመ ፡ ትትወ
ከፍ ፡ ቃሉ ፡ ለመስተዋደዮ ፡ እኃዊሁ ፡ በሐ
ሰት ፡ በእንተ ፡ ቅንእቱ ፡ ወእኮዩ ፡ እሰመ ፡
ዘከመ ፡ እሉ ፡ ኢየኃድጉ ፡ ከመ ፡ ትኩን ፡ ሰላም ፡
ዘልፈ ፡ እሰተሐይደሙ ፡ ወተዐቀብ ፡ እምኔሆሙ
ከመ ፡ ኢታሕጉል ፡ ዘኢኮኑ ፡ ኃጥእን ፡ ወለእመ
ረከብከ ፡ ጥዩቀ ፡ በከመ ፡ ወደቶሙ ፡ ለእሉ ፡
ግባር ፡ ወስቴቱ ፡ በከመ ፡ ትምህርቱ ፡ ለእግዚ
አብሔር ፡ ንሥኦ ፡ ለዘእስተዋይይዎ ፡ ባሕቲቶ ፡
በባሕቲትከ ፡ ወገሥዎ ፡ ወሶበ ፡ ኢፈቀደ ፡ ከመ ፡
ይነስሕ ፡ በባሕቲትከ ፡ ንሣእ ፡ ምስሌከ ፡
አሐደ ፡ ሰምዐ ፡ እው ፡ ከልኤተ ፡ ወአጠይቆ ፡
በፍሥሐ ፡ ትምህርተ ፡ መንፈሳዊተ ፡ ወለእመ ፡
ሠምረ ፡ በዝንቱ ፡ ነገርከሙ ፡ ሠናዮ ፡ ይከውን ፡
ሉቱ ፡ ወእመስ ፡ ኢተመይጠ ፡ እምኔጋዩ ፡
ንግሩ ፡ ለጉባኤ ፡ ከመ ፡ ይገሥጽዎ ፡ ወለእመ ፡
ኢተእዘዘ ፡ ለጉባኤ ፡ ንግሩ ፡ ለቤተ ፡ ክርስቲ
ያን ፡ ወሰእመ ፡ ኢስምዓ ፡ ለቤተ ፡ ክርስቲ
ያን ፡ ይኩን ፡ በኃይከ ፡ እምሳሌ ፡ መጥዓዊ ፡
ወመጸብሐዊ ፡ ወኢይሳተፍከ ፡ እስከ ፡ ይኔሰሕ ፡
ወለእመ ፡ ነስሐ ፡ ወገብረ ፡ በከመ ፡ ገብረ ፡
መጸብሐዊ ፡ ወተመይጠ ፡ እምን ፡ ስሕተቱ ፡
ያብእዎ ፡ ኃበ ፡ ቤተ ፡ ክርስቲያን ፡ ከመ ፡ ይሰ
ማዕ ፡ ቃለ ፡ እግዚአብሔር ፡ እሰከ ፡ ይትከሠት ፡
እምኃይሁ ፡ ፍሬ ፡ ንስሐ ።

፫፱

ለ ፡ ኤጲስቆስቶስ ፡ ኢትላተፎሙ ፡ በዮሱ ፡ ጊዜ ፡
ጸሎታት ፡ ዳእሙ ፡ ያውፅእዎሙ ፡ እምድኅረ ፡
እንብዐተ ፡ ወንጌል ፡ ከመ ፡ ይተከዙ ፡ ላዕለ ፡
ዙጎለፈ ፡ እምኔሆሙ ፡ ወእለ ፡ ተርፉ ፡ እምኔ
ሆሙ ፡ ይኩኑ ፡ ፍጹማን ፡ ለጽዋዔ ፡ ወዘሂ ፡
ይሬእዮሙ ፡ ይኅዝን ፡ በእንቲእሆሙ ፡ ወይትዐ
ቀብ ፡ ከመ ፡ ኢይደቅ ፡ ውበተ ፡ ዕልወት ፡ ወይ
ፍራህ ፡ ከመ ፡ ኢይርከቦ ፡ ዘረከቦ ፡ ኪያሆሙ ።
ወለእመ ፡ እሰሰ ፡ ኃጥእ ፡ እሐደ ፡ ጊዜ ፡ እው ፡
ከልኤተ ፡ ኢትመንኖ ፡ ወኢትከልእ ፡ እምተሳ
ትፎ ፡ ዓዲ ፡ ተሳተፍ ፡ ምስሌሆሙ ፡ በጊዜ ፡
መብልዕ ፡ ወንስሐሆሙ ፡ ተወከፍ ፡ ሎሙ ፡
ወእልብሶሙ ፡ ልብስ ፡ በእምሳሌ ፡ ወልድ ፡

፬፱

እይመን ፡ በሚገባ ፡ ነገር ፡ እርሱ ፡ ራሱ ፡ ይሥ
ራው ፡ እንጂ ፡ በላያቸውም ፡ የሐሰት ፡ ምስክ
ርን ፡ እይመን ።

፭፱

ልብህን ፡ በማስፋት ፡ እንደ ፡ እግዚአብሔር ፡
ሰው ፡ ሁን ፡ ስለ ፡ ቅንዓቱና ፡ ስለከፋቱ ፡ ወንድ
ሞቹን ፡ በሐሰት ፡ የሚከሰውን ፡ የነገረ ፡ ሠሪ ፡
ቃል ፡ ትቀበል ፡ ዘንድ ፡ አትሰማ ፡ እንደነዚህ ፡
ያሉት ፡ ሰዎች ፡ ሰላም ፡ ትኖር ፡ ዘንድ ፡ አይተ
ውምና ፡ ዘወትር ፡ ተመልከታቸው ፡ ከነር
ሱም ፡ ተጠበቅ ፡ ኃጢአተኞች ፡ ያልሆኑትን ፡
እንዳታጠፋ ፡ በተረዳ ፡ ሁናቴ ፡ እንደ ፡ ነገር ፡
ሥራቸው ፡ ሆኖ ፡ ብታገኘው ፡ እንደ ፡ እግዚአ
ብሔር ፡ ትምህርት ፡ እድርግ ። (ማቴ ፡ ፲፮ ፡
፲፭ - ፲፮) ፡ የከሰሱትን ፡ ሰው ፡ ብቻውን ፡ እድ
ርገህ ፡ ለብቻህ ፡ ምክረው ፡ ብቻህን ፡ ነግረኸው
ሊመለስ ፡ ባይወድ ፡ ከእንተ ፡ ጋራ ፡ እንድ ፡
ወይም ፡ ሁለት ፡ ሰዎች ፡ ይዘህ ፡ በደስታ ፡ መን
ፈሳዊ ፡ ትምህርትን ፡ እበረዳው ፡ ይህንንም ፡
መንፈሳዊ ፡ ትምህርታችሁን ፡ ቢቀበላችሁ ፡
በኅ ፡ ነገር ፡ ይሆንላታል ። ከስሕተቱ ፡ ባይመ
ለስ ፡ ግን ፡ ለምእመናን ፡ ንገሩ ፡ ቤተ ፡ ክርስቲ
ያንን ፡ ባይሰማት ፡ ግን ፡ በእንተ ፡ ዘንድ ፡ እንደ
መጥዓዊና ፡ (እረማዊ) ፡ እንደ ፡ መጸብሐዊ ፡
ይሁን ፡ ንስሐ ፡ እስኪገባ ፡ ድረስ ፡ ከእንተ ፡
ጋር ፡ እንድ ፡ እይሁን ፡ ቢመለስና ፡ መጸብ
ሐዊ ፡ እንዳደረገው ፡ ቢያደርግ ፡ ከስሕተተም ፡
ቢመለስ ፡ የንስሐ ፡ ፍሬ ፡ ከእርሱ ፡ ዘንድ ፡ እስ
ኪገለጥ ፡ ድረስ ፡ የእግዚአብሔርን ፡ ቃል ፡
ይሰማ ፡ ዘንድ ፡ ወደ ፡ ቤተ ፡ ክርስቲያን ፡ ያግ
ቡት ።

፮፱

ኤጲስቆስቶስ ፡ ሆይ ፡ በጸሎት ፡ ጊዜ ፡ ሁሉ ፡ አት
ገናኛቸው ። ወንጌል ፡ ከተነበሰ ፡ በኋላ ፡ ያስ
ወጧቸው ፡ እንጂ ፡ ባለፈው ፡ ዘመናቸው ፡ ይተ
ከዙ ፡ ዘንድ ፡ ከነርሱ ፡ የቀሩትም ፡ ለተጠሩበት ፡
ዓላማ ፡ ፍጹማን ፡ ይሆኑ ፡ ዘንድ ፡ የሚያያቸ
ውም ፡ ስለነርሱ ፡ ያዝን ፡ ዘንድ ፡ በስሕተ
ትም ፡ እንዳይወድቅ ፡ ይጠበቅ ፡ ዘንድ ፡ እነር
ሱንም ፡ ያገኘ ፡ እንዳያገኘው ፡ ያፈራ ፡ ዘንድ ።
ኃጥእ ፡ ፩ ፡ ጊዜ ፡ ወይም ፡ ፪ ፡ ጊዜ ፡ ቢበድል ፡
ንቀህ ፡ ከእንድነት ፡ አትለየው ፡ በምግብ ፡
ጊዜ ፡ ከርሱ ፡ ጋር ፡ ተባበር ፡ እንጂ ፡ ንስሐቸ
ውንም ፡ ተቀበል ፡ ተጸጽቶ ፡ ወደ ፡ አባቱ ፡ በተ
መለሰው ፡ ልጅ ፡ እምሳሌ ፡ (ሉቃ ፡ ፲፭ ፡ ፲፮ -

፯፱

አንቀጽ : ፮ ።

ስለ : ኤሊስቶሶስ ።

ዘነሰሐ : ወተመይጠ : ኅበ : አቡሁ ። ወእን ብር : እደ : ላሶሌሆሙ : ህየንተ : ጥምቀት : እሰመ : በእንብር : አዴን : እለ : ይኔሰሐ : ይነሥኢ : ጸጋ : መንፈስ : ቅዱስ : ወሚጠሙ : ኅበ : መካኖሙ : ዘቀዳሚ ።

፳፬) ። ልብሰ : እልብሰሻው : በጥምቀት : ፈን ታ : አጅ : በማኖር : ባርካቸው ። ንሰሐ : የሚ ገቡ : ሰዎች : በእጃችን : በመባረክ : የመን ፈስ : ቅዱስን : ጸጋ : ያገኛሉና ። ወደቀደመ : ቦታቸውም : መልሳቸው ።

፻፴፫ ወከመዝ : ፈውሶሙ : ሲጎጥአን : ወግበር : ሎሙ : መድኃኒት : ሠናየ : ወልምሉመ : ወእ ጽንዖሙ : በነገረ : ተግሣጽ : ወአፅምም : ቍስ ላቲሆሙ ። ወለአመ : ኮነ : ቍስል : ሰሙተ : ወምሉእ : መግል : ይፈውሰም : በመድኃኒት : ጽኑሰ : ዘውእቱ : ነገረ : ተግሣጽ : ወአምድጎ ሬሁ : በነገረ : ኑዘዜ ። ወለእመ : ሰፍሐ : ቍስል : ወመተረ : አባሰ : ወኢተረክበ : ዘይ ፈውሶ : የጎሥሠ : ሎቱ : በጽኑሰ : ሐተታ : ወተዐቅቦ : ወምክር : ዐቃቤ : ሥራይ : ማእ ምረ : ወምትሮ : በሕማም : ወኅዘን : ለአባል : ዘማሰነ : ከመ : ኢይማሰነ : መለያልያት : አለ : ተርፉ ። እሰመ : ናሁ : ይቤ : ጽሑፍ : ምልሐ : አከየ : አማእክሌክሙ : ወኢትኩን : ዘታፈ ጥን : ሰመተር : ወኢደፋሬ : ወኢረዋጼ : ለወ ሚር : በምሠርት : ነዊን : አሰናን ።

፻፴፫ ኃጥአንን : እንዲህ : እያደረግህ : አድናቸው ። በጎ : ልዝብ : መድኃኒትን : እድርግላቸው : በምክር : ቃልም : አድናቸው : ቍስላቸውንም : እድርቅላቸው ። ቍስሉ : ቢጎደጎድ : መግ ልንም : የተመላ : ቢሆን : በጽኑሰ : መድኃኒት : ያድኑታል : ይኸውም : የምክር : ቃል : ነው ። ከዚህም : በኋላ : በማረጋጋት : ቍስሱ : ቢሰፋ : ሕዋሳትንም : ቢቆርጥ : የሚያድነውም : ቢ ታጣ : አውጥተው : አውርደው : በመጠበቅና : መክረው : አዋቁ : ሐኪም : ይሹለታል ። የቀ ፋት : ሕዋሳት : እንዳይጎዱ : የተጎዳውን : አባል : እያዘንህ : ቍረጠው ። እነሆ : መጽ ሐፍ : ክፋውን : ከመካከላችሁ : ሰዩ : ብሏልና ። (፩ : ቆሮ : ፳ : ፪) ። ለመቍረጥ : ፈጣን : አት ሁን : ደፋርም : አትሁን : ጥርሱ : ረጅም : በሆ ነ : መጋዝ : ለመቍረጥ : የምትሮጥ : አትሁን ።

፻፴፬ ወአመኒ : ኮነ : መስተዋድይ : ሐሳዌ : ኢትሰ ምፅዎ ። እሰመ : አንትሙ : ለአመ : ፈታሕ ከሙ : ፍትሐ : ላዕሰ : ፩ኒ : በዓመግ : አአምፋ : ከመ : ፍትሐ : በቀል : ትወፅእ : እምነ : እፋ ከሙ : ላዕሰ : ርአስክሙ ። ወሰአመሰ : ፈታሕ ከሙ : በኢያድልዎ : አንትሙ : ተእምፋ : እምነ : ዘያሰተዋዲ : ቢጸ : በሐሰት : ወዘንተ : ሶበ : አእመርክ : ሕሳዌሁ : በርአሱ : ኩንኖ : ከሠተ : ወግበር : ቦቱ : በከመ : ፈቀደ : ይግ በር : ሰቢጼ : ወረሰዮ : ከሠተ : ማእከለ : ጉባኤ : ከመ : ቀታሌ : አጉሁ : ውእቱ : ወሶበ : ነሰሐ : ሥራዕ : ሎቱ : ጸመ : ወእምዝ : አን ብር : እዴክ : ላሰሌሁ : ወተወከፎ : እምድጎረ : ተአዘዘ : ውእቱ : ከመ : ኢይትመየጥ : ወኢይ ጽናዕ : ኅበ : ኔጋዩ : ምዕረ : ወካዕበ : ወሰእመ : ኢተመይጠ : እምነ : አከዩ : ይሰድድዎ : እሰመ ገባሬ : አኪት : ውእቱ : ከመ : ኢያርኮሰ : ቤተ : ክርሰቲያን : ሰአግዚአብሔር ።

፻፴፬ ነገረ : ሠራው : ሐሰተኛ : ቢሆን : አትሰሙት ። እናንተሰ : በእንዱሰ : እንኳ : በግፍ : አትፍ ረዱ : የበቀል : ፍርድ : በራሳችሁ : ሳይ : ከአፋ ችሁ : እንደምትወጣ : አወቁ ። ባለማድላት : ከፈረዳችሁ : በሐሰት : የሚያጣላውን : ታው ቁታላችሁ ። ሐሰተኛነቱን : በራሱ : ካወቀህ : ገልጠህ : ፍረድበት : በባልንጀራው : ሳይ : ሊያደርግ : የነበረውን : በእርሱ : አድርግበት ። ወንድሙን : ገዳይ : እንደመሆኑ : በጉባኤ : የተ ገለጠ : አድርገው ። ንሰሐ : ቢገባ : ጸም : ሥራ ለት ። ንሰሐ : ከገባ : በኋላ : በእጅህ : ባርክህ : ተቀበለው ። ወደ : በሕተቱ : ተመልሶ : እንዳ ይገባ : እንድ : ጊዜ : ሁለት : ጊዜ : ተቀበለው ። ከኃጢአቱ : ባይመለሰ : ግን : ክፉ : አድራጊ : ነውና : የእግዚአብሔርን : ቤተ : ክርሰቲያን : እንዳያረክስ : ይለዩት ።

፻፴፮ ወኢትፍትሐ : በፍትሕ : አሐዱ : ላዕሰ : ነሎን : ኃጣውአ : አኮ : ፍትሐ : ለዘይኤብሰ : በገቢር : ከመ : ዘይኤብሰ : በቃሉ : አው : በሕ ሊናሁ : እምሰብአሰ : ቦ : ዘይደሉ : ላዕሌሆሙ :

፻፴፮ በኃጢአቶች : ሁሉ : ሳይ : ፩ : ፍርድ : አትፍ ረዱ ። በሥራ : የሚበድል : ሰው : ፍርድ : ። በቃሉ : ወይም : በሐሳቡ : እንደሚበድል : ሰው : ፍርድ : አይደለም ። ከሰዎች : ወገን :

ተምዕዖ ፡ ባሕቲቲ፡ ወቦ ፡ ዘዮጦርዕ ፡ ላዕሌ ፡
ሆሎ ፡ ምጽዋተ ፡ ከመ ፡ የበዙ ፡ ለነዳዎን ፡
ወቦ ፡ ዘዮጦርዕ ፡ ላዕሌሆሎ ፡ ጸመ ፡ ወለካልእ
ንሂ ፡ ዮሰድድዎሎ ፡ እምቤተ ፡ ክርስቲያን ፡
በእምጣን ፡ ኃጢአቶሎ ፡ እንተ ፡ ገብርዋ ፡
እሰመ ፡ ሕግ ፡ እያሌብዘ ፡ አሐደ ፡ ነኑኔ ፡
ላዕለ ፡ ነኩሎ ፡ ኃጥእን ፡

የ፴፮

እሰመ ፡ እኮ ፡ ነኑኔው ፡ ከመ ፡ ነኑኔው ፡ ለዘ
እበሰ ፡ ላዕለ ፡ እግዚአብሔር ፡ አው ፡ ላዕለ ፡
ካዘን ፡ እው ፡ ላዕለ ፡ መቅደስ ፡ ከመ ፡ ዘእበሰ ፡
በነጣጣ ፡ ላዕለ ፡ ንጉሥ ፡ አው ፡ ላዕለ ፡ አሐዳ ፡
እምነ ፡ አብደጸው ፡ ወአገነት ፡ ነኑኔው ፡ ከመ ፡
ዘዮጥፍዕ ፡ ዘጸ ፡ ወእግብርቲው ፡ ወነኑኔ ፡
እምነ ፡ ዘደሌብሰ ፡ ንዘ ፡ ወላድደኒው ፡ አው ፡
ንዘ ፡ እዘማዲው ፡ ወእዘደሌብሰ ፡ በፈቃዱ ፡
ከመ ፡ ዘደሌብሰ ፡ ዘእንዘለ ፡ ፈቃዱ ፡ እሰመ ፡
ለሰብእ ፡ ይደልዎሎ ፡ ነኑኔ ፡ ቦ ፡ በቀትል ፡
ወካልእንሂ ፡ በቅሥፈት ፡ ቦ ፡ በፈደዮ ፡ ንዋ
ዮሎ ፡ ወለካልእንሂ ፡ ከመ ፡ ይትገበር ፡ ቦሎ ፡
በከመ ፡ ገብሩ ፡ ላዕለ ፡ በጸመ ፡ እእምሩ ፡
ነኑኔ ፡ ነኩ ፡ ኃጥእን ፡ ዘዘዚአው ፡ ከመ ፡ እያ
ኩን ፡ በንበክመ ፡ ግፍዕ ፡ እሰመ ፡ በከመ ፡
ኩንንክመ ፡ ወፈቃድክመ ፡ ይፈትሐ ፡ ላዕ
ሌክመ ፡

የ፵፮

ዘ፲ወዪቲ ፡ ወለእመ ፡ ኮነ ፡ እዲስቆጶስ ፡ ይደ
ልዎ ፡ ከመ ፡ ይሰእል ፡ በዘደከውን ፡ ሰላም ፡
ላዕለ ፡ ካልእን ፡ ወደደሉ ፡ ሎቲ ፡ ፈደፋደ ፡
ከመ ፡ ይኩን ፡ ዝንቲ ፡ በንቤው ፡ ወእመ ፡ እኮ ፡
እፎ ፡ ይሰንእው ፡ ብዙኃን ፡ ለእመ ፡ እኮነ ፡
ዝንቲ ፡ ሰእል ፡ በንቤው ፡ ወዝንቲ ፡ ውእቲ ፡
ፈቃዱ ፡ ለክርስቶስ ፡ ከመ ፡ ይኩኑ ፡ ብዙኃን ፡
እለ ፡ ይድገኑ ፡ ወከመ ፡ እትግእ ፡ እምነ ፡
ጉልቀ ፡ ቤተ ፡ ክርስቲያናዊት ፡ አሐቲ ፡
ነፍስ ፡ ወናሁ ፡ ጽሑፍ ፡ ዘይቤ ፡ “ዘሰ ፡ እያ
ትገባእ ፡ ምሰሌዮ ፡ ውእቲ ፡ ይዘሩ ፡ ዘሀለው ፡
ንዘዮ” ፡

የ፶፮

ወለእመ ፡ ኮንዘ ፡ ፍሉጠ ፡ እምነ ፡ አባግዕ ፡
ጸላኢሆሎ ፡ እንተ ፡ ወዕድው ፡ ለእግዚአብ
ሔር ፡ ወማኅጉሌ ፡ አባግዕ ፡ ዘኮሮሎ ፡ እግ
ዚአብሔር ፡ ምላዌ ፡ እፎ ፡ እንተ ፡ ትዘሩ ፡
ዘእስተገባእናሎሎ ፡ ኃሕነ ፡ እምነ ፡ አሐብብ ፡

ቀጣ ፡ ብቻ ፡ የሚገባቸው ፡ አሉ ፡ ለድሆች ፡
ገንዘብ ፡ ይሰጡ ፡ ዘንድ ፡ የሚታዘዙም ፡ አሉ ፡
ጸም ፡ እንዲጸሙ ፡ የሚታዘዙም ፡ አሉ ፡ ሌሎ
ቸን ፡ ግን ፡ እንደ ፡ ጠሩዋት ፡ ኃጢአት ፡ መጠን ፡
ከቤተ ፡ ክርስቲያን ፡ ይሰዩዋቸዋል ፡

የ፶፯

ሕግ ፡ በኃጥእን ፡ ሙሉ ፡ ላይ ፡ አንድ ፡ ፍርድን ፡
እደዘምና ፡ እግዚአብሔርን ፡ ወደም ፡ ካዘ
ኑን ፡ ወደም ፡ ቤተ ፡ መቅደሱን ፡ የበደለው ፡
ሰው ፡ ፍርድ ፡ በንጉሥ ፡ ላይ ፡ ምም ፡ እንደ ፡
በደለ ፡ ሰው ፡ ፍርድ ፡ ወደም ፡ ከንደኞቹ ፡ እን
ዱን ፡ እንደ ፡ በደለ ፡ ሰው ፡ ፍርድ ፡ እደደለምና ፡
ፍርድ ፡ ንደኞውንና ፡ ባርቸን ፡ እንደሚበድል ፡
ሰው ፡ ፍርድ ፡ እደደለም ፡ ወላጆቹን ፡ ወደም ፡
ዘመዶቹን ፡ የሚበድል ፡ ሰው ፡ ቅጣቲ ፡ አንድ ፡
እደደለም ፡ በፈቃዱ ፡ የሚበድልና ፡ ያለፈቃዱ ፡
የሚበድል ፡ ቅጣቲ ፡ አንድ ፡ እደደለም ፡ ለዘ
ደሉት ፡ ሰዎች ፡ ቅጣት ፡ ይገባቸዋልና ፡ ሞት ፡
የሚፈረድበት ፡ አለ ፡ ሌሎችም ፡ ግርፍት ፡ የሚ
ፈረደባቸው ፡ አሉ ፡ ገንዘብ ፡ እንዲከፍሉ ፡ የሚ
ፈረደባቸው ፡ ሌሎችም ፡ በባልንጃራቸው ፡
ላይ ፡ እንዳደረጉት ፡ ያለ ፡ የሚፈረድባቸው ፡
አሉ ፡ በእናንተ ፡ ዘንድ ፡ ግፍ ፡ እንዳይፈጸም ፡
ልዩ ፡ ልዩ ፡ የሆነውን ፡ የኃጥእንን ፡ ፍርድ ፡
እወቁ ፡ እንደፈረዳችሁ ፡ ይፈርዱባችኋልና ፡

የ፶፰

ድስቅ ፡ ፲፪ ፡ እዲስቆጶስ ፡ ከሆነ ፡ በሌሎች ፡
ዘንድ ፡ ሰላም ፡ በሚጸና ፡ ገንዘብ ፡ መጸለይ ፡
ይገባዋል ፡ ይህ ፡ በእርሱ ፡ ዘንድ ፡ ሊሆን ፡ ይገ
ባል ፡ ይህ ፡ ካልሆነ ፡ ጸሎቱም ፡ በእርሱ ፡
ዘንድ ፡ ካልተፈጸመ ፡ ብዙዎች ፡ እንዴት ፡ ይሰ
ግግሉ ፡ የክርስቶስ ፡ ፈቃዱ ፡ የሚድኑት ፡ የበ
ዙ ፡ ይሆኑ ፡ ዘንድ ፡ ነው ፡ ከቤተ ፡ ክርስቲያ
ንም ፡ ቀጥር ፡ እንዴት ፡ ነፍሰ እንኳ ፡ እንዳት
ጉድል ፡ ነው ፡ ከእኔ ፡ ጋር ፡ ያልሆኑ ፡ ከእኔ ፡
ጋር ፡ ያሉትን ፡ ይበትናቸዋል ፡ የሚል ፡ ጽሑፍ ፡
እነሆ ፡ እለ ፡ (ማቴ ፡ ፲፪ ፡ ፴ ፡ ሉቃ ፡ ፲፩ ፡ ፳፫) ፡

የ፶፱

ከበንች ፡ የተለየህ ፡ ብትሆን ፡ ጠላታቸው ፡
እንተ ፡ ነህ ፡ የእግዚአብሔርም ፡ ባላጋራው ፡
ነህ ፡ እግዚአብሔር ፡ ጠባቂ ፡ የሆናቸውን ፡
በንች ፡ የምታጠፋ ፡ እንተ ፡ ነህ ፡ እኛ ፡ ብዙ ፡
ቋንቋዎችን ፡ በመናገር ፡ በደካም ፡ በትጋትና ፡

እንቀጽ፡ ፭።

ሰለ፡ ኤጲስቆጶስ።

ብዙ፡ን፡ በልሳናት፡ ብዙ፡ን፡ በደ፡ነም፡ ወዘ
ጸማ፡ በት፡ጋህ፡ ወበጸም፡ በሰኪብ፡ ላዕለ፡
ምድር፡ ወተሰዶ፡ በሙቃሔ፡ ወሕማም፡ ዘለ
ዓለም፡ እስከ፡ ገበርን፡ ፈቃድ፡ እግዚአብሔር፡
ወእስክ፡ ሙላእን፡ ቤቶ፡ እምን፡ ሕዝብ፡ ጽጢ
ዓን፡ ዘውለቶሙ፡ ቤተ፡ ክርስቲያን፡ ጉባኤ፡
ቅድስት።

በጸም፡ ከመሬት፡ ላይ፡ በመተኛትና፡ በመስ
ደድ፡ በመታሰርና፡ ዘወትር፡ በመታመም፡ የእ
ግዚአብሔርን፡ ፈቃድ፡ እስከመፈጸም፡ ድርሰ
ንና፡ ከተጠሩት፡ ሰዎች፡ ወገን፡ በ፡ቱን፡ እስከ፡
መምላት፡ ድርሰን፡ ከብዙ፡ ነገድ፡ ውስጥ፡ የሰ
በሰብሳቸውን፡ ምእመናን፡ እንተ፡ እንደገ፡
ትበትናለህ፡ እነርሱም፡ የቅድስት፡ ቤተ፡ ክር
ስቲያን፡ ጉባኤ፡ ናቸው።

የ፴፱ ዘ፲ወዛቱ፡ ኤጲስቆጶስ፡ ሰፋሕ፡ እዲከ፡ ዘየ
ማን፡ ወጸሐቅ፡ ከመ፡ መጋቢ፡ እግዚአብሔር፡
ለፈጽሞ፡ መፍቅዶን፡ ለመበለታት፡ ወለድከ
ተማን፡ ወለእለ ስልዎሙ፡ ማጎደር፡ ወለጸ
ቡቃን፡ ወለነሱሙ፡ ነዳያን፡ ምእመናን፡ በዘ
ዶሴሰዩ፡ ውሉዶሙ፡ ወበእንተ፡ ሕማም፡ ዘዶ
ረዘዘሙ።

የ፴፱ ድሰቅ፡ ፲፱። ኤጲስቆጶስ፡ ወዶ፡ ለመሰጠት፡
ቀኝ፡ እጅህን፡ ዘርጋ። እግዚአብሔር፡ የሾ
መህ፡ መጋቢ፡ እንደመሆንህ፡ ረዳት፡ የሌላ
ቸውን፡ ባልቴቶቹን፡ ደካሞቹን፡ ቤት፡ የሌላ
ቸውን፡ የተሠነቁትን፡ በእግዚአብሔር፡ የመ
ኑትን፡ ድሆቹን፡ ለመርዳት፡ ልጆቻቸውን፡
በሚመግቡ፡ ገንዘብ፡ የሚመግቡባትንና፡ ስለ
ሚያገኛቸውም፡ መከራ፡ ለመርዳት፡ ትጋ።

የ፵ ዘ፲ወዛቱ፡ ጸሎቱ፡ ደከታመ፡ በዘይተልወ
ከመ፡ ወጸሐቅ፡ ለአብልዎቶሙ፡ ወእትጎድግ
ዎሙ፡ ዶሴሰዩ፡ በምንትኒ። ወለወራዛዊት፡
ድንግል፡ ረዕዩዋ፡ እስከ፡ ትበጸሕ፡ ኅበ፡
አምጣን፡ ተዋሰሰ፡ ወአስተዋሰብዋ፡ ለአሐዱ፡
እምን፡ ምእመናን፡ ወከማሁ፡ ለወራዛኒ፡
ካዕበ፡ መሀርዎ፡ ግብረ፡ እድ፡ ወአለብውዎ፡
ወሴሰዩዎ፡ በዘየሐዩ፡ እስከ፡ እመ፡ ይከል፡
ለቀመተ፡ ነፍሱ፡ በግብረ፡ እድዋሁ።

የ፵ ድሰቅ፡ ፲፳። ይከተሏቸው፡ ዘንድ፡ ድሀ፡ እድ
ኅቹን፡ ጥሩ፡ እነርሱን፡ ለመመገብ፡ ትጉ፡
በማናቸውም፡ ነገር፡ ይቸገሩ፡ ዘንድ፡ አትተ
ዋቸው። ሕፃንነት፡ ያላትንም፡ ድንግል፡
እካለ፡ መጠን፡ እስከታደርስ፡ ድረስ፡ ጠብ
ቋት፡ ከምእመናንም፡ ለእንዲ፡ እጋባት።
እንደዚሁም፡ ሕፃንነት፡ ያለውን፡ ጠንድ፡
ልጅ፡ ተግባረ፡ እድ፡ እስተምሩት። መጽሐ
ፍን፡ እስተምሩት። ሥራ፡ ሠርቶ፡ ራሱን፡
ቸሎ፡ ይኖር፡ ዘንድ፡ መግቡት።

የ፵፩ ዘ፳ወዛቱ፡ ወዶዶሉ፡ ከመ፡ ይጽሐቅ፡ ለተ
ግግጸ፡ ሕዝባውያን፡ ከመ፡ አይዝከሩ፡
መርገመ፡ በእፋሆሙ። ወከመ፡ ይጽሐቁ፡
በነሱ፡ ለለአሐዱ፡ እመሃ፡ ለካህን፡ እው፡
ለሕዝባዊ።

የ፵፩ ድሰቅ፡ ፳፪። በእፋቸው፡ መርገም፡ እንዳይና
ገሩ፡ ሕዝቡን፡ ለመገደድ፡ ይተጋ፡ ዘንድ፡
ይገባል። ለካህን፡ ወዶም፡ ለሕዝባዊ፡ ቢሆን፡
ለያንዳንዱ፡ በሥራው፡ ሁሉ፡ ይተጉ፡ ዘንድ፡
ይገባል።

የ፵፪ በሰ፡ ዘ፴ወዛቱ፡ ኤጲስቆጶስ፡ ዘዶለብሰ፡
ሚላተ፡ እው፡ ቀጠንተ፡ እው፡ በደሠረጉ፡
ማእዶ፡ በጣሶመ፡ መባልሶት፡ በዘዚአሁ፡ እንዘ
ነዳያን፡ ሀገሩ፡ ስጉባን፡ እው፡ ሶሩቃን፡ እኮን፡
ውእቱ፡ ኤጲስቆጶስ።

የ፵፪ በሰ፡ ፴፱። ሐር፡ ወዶም፡ ቀጥቱን፡ ልብሰ፡ የሚ
ሰብሰ፡ ወዶም፡ በአገሩ፡ ነዳያን፡ ተርበውና፡
ታርዘው፡ ላሉ፡ ልዩ፡ ልዩ፡ ጣዕም፡ ባለው፡
ምግብ፡ ግዕድን፡ የሚያሰጉ፡ ኤጲስቆጶስ፡
ኤጲስቆጶስ፡ እዶደለም።

የ፵፫ ሣልሰ፡ ወዶዶልዎሙ፡ ለሕዝብ፡ ከመ፡ ይትእ
ዘዙ፡ ሎቱ፡ ወዶግበሩ፡ ምስሌሁ፡ ዘእዘዘሙ።

የ፵፫ ሦስተኛ፡ ሕዝቡ፡ ለርሱ፡ መታዘዝና፡ ያዘዛቸ
ውንም፡ ከርሱ፡ ጋር፡ መሥራት፡ ይገባቸ
ዋል።

የ፵፬ ድሰቅ፡ ፴፻፲። ኤጲስቆጶስ፡ ውእቱ፡ አዙከሙ፡
እምታሕተ፡ እግዚአብሔር፡ በወሰደከሙ፡
ዳግመ፡ እማይ፡ ወእመን፡ ሕዳሰ፡ ገንቱ፡
ውእቱ፡ እምላክከሙ፡ በዲሰ፡ ምድር፡ እምታ

የ፵፬ ድሰቅ፡ ፴፻፲። ከውፀና፡ ከመንፈስ፡ ቅዱስ፡
ዳግመኛ፡ ከወሰዳቸው፡ ከእግዚአብሔር፡ በታ
ች፡ ኤጲስቆጶስ፡ እባታቸው፡ ነው። በእው
ነት፡ ገዥ፡ ከሆነው፡ ከእግዚአብሔር፡ በታች፡

ሕተ : እግዚአብሔር : እምላክ : ዘበእማን ።
ወእግዚአብሔር : ይቤ : በአፈ : ዳዊት : ነቢይ :
“እንሰ : እቤ : እማልክት : አንትሙ : ወደ
ቲቀ : ልዑል : ኩልክሙ : ወካዕበ” : ይቤ : ኢት
በል : እኩዩ : ላዕለ : እማልክት : ወእሱ : እሙ
ንቱ : ኤጲስቆስቶስ ።

፪፻፳፭ ዘ፯ቱ : በእንተ : ኤጲስቆስቶስ : እ : ብእሲ : ሰሙ
የክ : እግዚአብሔር : ሎቱ : ወልደ : እእምር :
በዝንቱ : ሙጠነ : አክበረክ : ወአክብር : ለዘኮ
ነክ : ምክንያተ : ለዝንቱ : ሙዓርግ : ዐቢይ ።
እኮነ : ይቤ : ሙጽሐፍ : በእንተ : እለ : ወለ
ዱክ : በሥጋ : አክብር : “እባክ : ወእመክ :
ከሙ : ትኩን : ለክ : ሕይወት” ። ወዘሰ : ይቤ :
“ቃለ : ሕሡመ : ላዕለ : እቡሁ : እው : ላዕለ :
እሙ : ሞተ : ለይሙት” ። እፎኑ : ኢይደልወ
ክሙ : ከሙ : ታክብርዎሙ : ፈድፋዶ : ለእበዋ
ክሙ : ሙንፈሳውያን : እስሙ : እሙንቱ : እስ
ተብጻዕያን : ለክሙ : ኅበ : እግዚአብሔር :
ወወለዱከሙ : ዳግሙ : በማይ : ወበሙንፈስ :
ቅዱስ : ወሌሰዩክሙ : ሐሊበ : ዘውእቱ : ነገረ :
ትምህርት : ወእጽንዑክሙ : በቀኖናተሆሙ :
ወረሰዩክሙ : ድልዋነ : ለተወክፎ : ሥጋ :
ሙድጎን : ወደም : ክቡር : ዘውእቱ : ደሙ : እግ
ዚእነ : ኢየሱስ : ክርስቶስ : ወእሙንቱ : እንጽ
ሑክሙ : እምኩሱ : እበሳካሙ : ወረሰዩክሙ :
ድልዋነ : ለጸጋሁ : ቅዱስ : ወሱቱፋነ : ለር
ስቱ ።

፪፻፳፮ ፍርሀዎሙ : እስሙ : እሙንቱ : ተጸገዉ : ሥል
ጣነ : ሕይወት : ወሞት : እምንበ : እግዚአብ
ብሔር : ከሙ : ይኩንንዎ : ለዘአበሰ : ወይፍ
ትሑ : ላዕሌሁ : ተኩንኖ : በእሳት : ዘለዓለም ።
ወሶበ : ነሥሐ : ይስረዩ : ሎቱ : ኃጢአቶ : ወያ
ሕይወታዎ ። ወበእንተ : ዝንቱ : ይደልወክሙ :
ከሙ : ታፍቅርዎ : ለኤጲስቆስቶስ : በፍቅረ :
አብ : ወትፍርሀዎ : ከሙ : ንጉሥ : ወታክብ
ርዎ : እምሳለ : እግዚአብሔር ።

፪፻፺፯ አንተኒ : ይደልወክ : ከሙ : ተሀቦ : ዘይደልዎ :
ወለውእቱኒ : ይደሉ : ላዕሌሁ : ከሙ : ያሠኒ :
ምግብናሁ : ዘተጸገወ ። እሰሙ : ወእቱ : መኩ
ንን : ዘኅረዩ : እግዚአብሔር : ለሠሪዐ : ግብር :

በዚህ : ዓለም : ገዢትሁ : ነው ። እግዚአብሔር
ርም : በነቢዩ : በዳዊት : እፍ : “እኔ : ግን :
እናንተ : እማልክት : ናችሁ : ሁላችሁም :
የልዑል : ልጆች : ናችሁ : እልሁ :” ብሏል ።
(መዝ : ፱፩ : ፮) ። ዳግመኛም : በገዢዎች :
ላይ : ክፉ : እትናገር : እለ ። (ዘፀ : ፳፪ : ፳፰) ።
እነዚሁም : ኤጲስቆስቶስ : ናቸው ።

፪፻፳፭ ድስቅ : ፯ ። በለ : ኤጲስቆስቶስ : ሲናገር : ሰው :
ሆይ : እግዚአብሔር : ልጄ : ነህ : አለህ : በዚ
ሀ : እንዴት : እንዳከበረህ : እወቅ : ለዚህ :
ከፍተኛ : ማዕረግ : ምክንያት : የሆነህን : አክ
ብረው : ሙጽሐፍ : “ሕይወት : ትሆንልህ :
ዘንድ : በሥጋ : የወለዱህን : አባትና : እናት
ህን : እክብር :” (ዘፀአ : ፳ : ፲፪ ። ፳፩ : ፲፯) ።
ያለ : እይደለምን ። በእባቱ : ወይም : በእናቱ :
ላይ : ክፉ : ቃል : የተናገረ : ግን : ሞትን : ይሙ
ት : ብሎ : የለምን : (ዘዳ : ፳፩ : ፲፰ - ፳፩) ።
ሙንፈሳውያን : እባቶቻችሁንም : እንዴት :
በብዙ : ልታከብሩዎቸው : እይገባችሁም : እነሱ
በእግዚአብሔር : ዘንድ : አማላጆቻችሁ : ናቸ
ውና ። ከሙሀና : ከሙንፈስ : ቅዱስም : ዳግመኛ :
ወለጁችሁ ። ወተት : ሙገቧችሁ : ይኸውም :
የትምህርት : ነገር : ነው ። በሕጋቸውም : አጸኑዎ
ችሁ : የሚያደን : ሥጋንና : የከበረ : ደምን :
ለመቀበል : እንድትበቁ : አደረገችሁ : ይኸ
ውም : የጌታችን : የኢየሱስ : ክርስቶስ :
ደም : ነው ። እነርሱ : ከገጠአታችሁ : ሁሉ :
እነጁችሁ ። የሙንፈስ : ቅዱስን : ጸጋ : ለመቀ
በል : የበቃችሁና : የርሰቱ : ተካፋዮች : እደ
ረገችሁ ።

፪፻፳፮ ከእግዚአብሔር : ዘንድ : የሕይወትና : የሞት :
ሥልጣን : ተሰጥቷቸዋልና : አክብሩዎቸው ።
የበደለውን : ይቀጡ : ዘንድ : ዘለዓለማዊ : የእ
ሳት : ቅጣትንም : ይፈርዱ : ዘንድ : ንስሐ :
ቢገባ : ግን : ኃጢአቱን : አስተሥርዮው :
ያድኑት : ዘንድ ። ስለዚህም : ኤጲስቆስቶስን :
በአባት : ፍቅር : ልታፈቅሩት : ይገባል ። እንደ
ንጉሥም : ልትፈሩት : እንደ : እግዚአብሔርም
ልታከብሩት : ይገባችኋል ።

፪፻፺፯ አንተም : የሚገባውን : ልትሰጠው : ይገባል ።
እርሱም : የተቀበለውን : ሹመት : ሊያቃናልህ :
ይገባዋል ። የቤተ : ክርስቲያንን : ሥራ : ለመሥ
ራት : እግዚአብሔር : የመረጠው : ሹም :

አንቀጽ : ፩ ።

በለ : ኤጲስቆጶስ ።

ቤተ : ከርስተያናዊት : ወኢይደሉ : ከመ : ትት
ሐስቦ ። ወፍጻሜሁ : ስዝ : ቃል : ተጽሕፈ :
በአንቀጽ : ምጽዋት ።

፪፻፳

ዘኒቅያ : ዘግወጌቱ : ወይኩን : ላዕለ : ኩሉ :
ሀገር : ሥሩፀ : በረከተ : ኤጲስቆጶስ : በአም
ጣነ : ከሂሎታ : ወያምጽአዋ : ኪያሃ : ገቢሁ :
ቀሳውስት : በኩሉ : ዓመታት : ወጎበ : ስብእ :
ሀገር : ወአድባር : ዐዋደሙ : ያምጽኡ : ሎቱ :
ከመ : ይትራዳእ : በውኦቱ : መፍቅዶ ።

፪፻፶

ድስቅ : ዘጌቱ : እመቦ : ዘይተሱ : ኖላዌ : አኩዩ :
ሞቱ : ከሙት : በቅድሚሁ ።

፪፻፹

ረስጣ : ዘፃወጀቱ : አመቦ : ኤጲስቆጶስ : ዘፈ
ቀደ : በሕጻተ : እአምሮቱ : በቀለ : ኢኮነ :
ውኦቱ : ኤጲስቆጶስ ። ዳአሙ : ስም : ሕስው :
ሀሎ : ላዕሌሁ : እኮ : ውእቱ : እምጎበ : እግዚእ
ብሔር : ዳእሙ : እምጎበ : ስብእ ።

፪፻፳፩

ራብዕ : በአንተ : ህልዎቱ : ምስለ : ካህናት :
ወምስለ : ሊቃነ : ካህናት : ወምስለ : ካህና
ትስ : ባሕቲቶሙ : ፈድፋደ : ይቤሎ : ጳው
ሎስ : ሐዋርያ : ለቲቶ : ረድኡ : ኤጲስቆጶስ :
“እእምር : ከመ : አነ : ጎይጉክ : ታሠኒ : ግብረ :
ዘሐፀ : ወትሢም : ቀሲሳነ : በውስተ : ሀገር :
ወእህጉር : እለ : አልቦሙ : ነውር : ላዕሌ
ሆሙ” ። ወፍጻሜ : ዝንቱ : ሀሎ : በአንቀጽ :
ቀሳውስት ። ወነዋ : ይነግር : በአንቀጽ : ቅዳሌ :
ከመ : ውኦቱ : ይቀም : በቅድመ : ምሥዋዕ :
ወከመ : ይዝክሩ : ስም : በኩሉ : ጸሎት ።

፪፻፶፩

ረስጣ : ዘፃወጀቱ : ወኢይትዐበይ : ኤጲስቆ
ጶስ : ላዕለ : ቀሳውስት : ወዲያቆናት : ወቀሳ
ውስትኒ : ካዕበ : ዲበ : ሕዝብ ።

፪፻፶፫

ዘጌወጀዱ : ኤጲስቆጶስ : ይባርክ : ወኢይባርኩ :
ኪያሁ : ወይሢም : ስብእ : ወይትወከፍ : እውሎ
ግያ : እምጎበ : ኤጲስቆጶስ ። ወአኮ : እም
ጎበ : ቀሳውስት : ወይምትር : ኩሎ : ካህነ :
ዘይደልዎ : ምትረት : ዘእንበለ : ኤጲስቆጶስ ።
እስመ : ሎቱስ : ኢይደልዎ : ይግበር : ዘንተ :
እምጎቤሁ : በባሕቲቱ ።

፪፻፶፭

ዘኒቅያ : ጌወጌቱ : ወይደልዎ : ከመ : ይጽሐፍ :
ወያእምር : ኩሎ : መዓርጋተ : ካህናት : ወሥር
ዓታተሆሙ : ከመ : ኢይኮን : ማእከሊሆሙ :

ነውና ። ልትቆጣጠረውም : እይገባህም ። የዚህ
ቃል : ፍጻሜ : በአንቀጽ : ምጽዋት : ተጽፎ
አል ። (ፍትሐ : ነገ : ፲፮ : ፳፻፵፬) ።

፪፻፶፮

ኒትያ : ግጌ ። የኤጲስቆጶስ : ገጸ : በረከት : በያ
ገሩ : እንደ : ችሎታዎ : መጠን : ይታዘዝ ።
ቀሳውስት : ይህችን : በያመቱ : ወደርሱ :
ያምጧት ። በዚህ : ገንዘብ : ለረዳ : የሚሻውን :
ይረዳ : ዘንድ : በየከተማውና : በየገጠሩ : ዞረ
ው : ያምጡላት ።

፪፻፶፱

ድስቅ : ፯ ። ክፉ : ጠባቂን : የሚከተል : ሰው :
ቢኖር : ሞቱ : በፊቱ : የተገለጠ : ነው ።

፪፻፷

ረስጣ : ፶፪ ። በእእምሮው : ጉድስት : ምክን
ያት : በቀልን : የሚሻ : ኤጲስቆጶስ : ቢኖር :
አርሱ : ኤጲስቆጶስ : አይደለም : በሐስት : ኤጲ
ስቆጶስ : ይባላል : እንጂ : ሹመቱም : ከአግዚ
አብሔር : ዘንድ : የተገኘ : አይደለም : ከሰው :
የተገኘ : ነው : እንጂ ።

፪፻፷፩

አራተኛው : ከካህናትና : ከሊቃነ : ካህናት :
ጋር : ይልቁንም : ከካህናት : ጋር : መኖር :
እንደሚገባው : ይናገራል ። ሐዋርያው : ጳው
ሎስ : ኤጲስቆጶስ : ለሆነው : ለደቀመዝሙሩ :
ለቲቶ : “የጉደለውን : ትሞላ : ዘንድ : ነውር :
የሌለባቸውንም : ሰዎች : በከተማና : በገጠር :
ቀሳውስት : እድርገህ : ትሾም : ዘንድ : እንደ
ተውሁህ እወቅ” አለው ። (ቲቶ : ፩ : ፭) ።
የዚህም : ፍጻሜ : በአንቀጽ : ቀሳውስት : አለ ።
(ፍትሐ : ነገ : ፮ : ፪፻፶፫) ። በመሠረያው : ፊት
አንዲቆም : ስሙንም : በጸሎት : ሁሉ : አንዲ
ያነሡ : እነሆ : በአንቀጽ : ቅዳሌ : ተነግሮ
አል ። (ፍትሐ : ነገ : ፲፪ : ፭፻፷፰) ።

፪፻፷፫

ረስጣ : ፶፫ ። ኤጲስቆጶስ : በቀሳውስትና : በዲ
ያቆናት : ላይ : አይታበይ : ቄሶችም : አንዲሁ :
በሕዝብ ። ላይ : አይታበይ ።

፪፻፷፫

፰፩ ። ኤጲስቆጶስ : ይባርክ : እርሱን : ግን :
አይባርኩት ። ሰዎችን : ይሾም ። ከቄሶች :
ያይደለ : ከኤጲስቆጶስ ። ዘንድ : አውሎጊያ :
(ቡራኬ) : ይቀበል ። ሊሻር : የሚገባውን :
ካህን : ሁሉ : ይሻር : ይኸውም : ከኤጲስቆጶስ :
በቀር : ነው : ኤጲስቆጶስ : ብቻውን : ይህን :
ማድረግ : አይገባውምና ።

፪፻፷፬

ኒትያ : ፳፯ ። የካህናቱን : መዓርጋትና : ሥርዓ
ታቸውን : ጽፎ : ማወቅ : ይገባዋል ። በዚህ :
ሥራ : በመካከላቸው : ጠብ : ከርክር : እንዳይ

ጋእዝ : በዝንቱ : ግብር = ወከመ : አይይመፍ : ስብእ : ቤተ : ክርስቲያን : እንተ : ሐዋርያት : ምሰለ : ሕዝባውያን : በመዓርግ : ወእመ : አኮ : ምሰለ : ሊቃነ : ካህናት : በአምሳሊሆሙ =

፪፻፳፮ ድስቅ : ዘጅቱ : ኩኑ : ኦ : ኤጲስቆጶሳት : በበይ ናቲክሙ : በአሐዱ : ልብ : ወተሳተፍዎሙ : በገዜ : ሕግም : ወአሐይዎሙ : ስኢጋው : ወረ ዐይዎሙ : ለሕዝብ : ዘተሰናኦም : ወበንጽሐ : ልብ : ለመድጋኒተ : ዘአሆሙ = ወመሀርዎሙ : ከመ : ይኩኑ : በአሐዱ : ፈቃድ : ወበአሐዱ : መንፈስ : በሐዱ : ሥጋ = ወድልዋን : በአሐዱ : ኃልዮ : ወበአሐዱ : ምክር : በከመ : አዘዘ : አግ ዜእነ =

፪፻፶፯ ረስጠብ : ዘ፲ቱወ፩ዱ : ወአይይልዎ : ለኤጲስ ቆጶስ : ከመ : ደኅድግ : መንበሮ : ወሀገሮ : ወይሐር : ኅበ : ካልእ : ሀገር : ዘእንበለ : ከመ : ይዕርቅ : ካልእኒሁ : ኤጲስቆጶሳት : እስ : ከማሁ ዘበሙ : በቀዳሳት : ለሰብእ : ይላቲ : ብሔር : በውስተ : ሕጎሙ : በእንተ : ሥርዩተ : አበሳ ሆሙ : ወይንበር : እስከ : ይትፈጸም : መፍ ቅዶሙ =

፪፻፺፯ ዘኒቅያ : ዘ፯ቱ : ወአይትወከፍ : አሐዱሂ : እም ኤጲስቆጶሳት : ብእሴ : ዘአውገዞ : ኤጲስቆጶስ : ካልኡ : ኢእምነ : ካህናት : ወኢእምነ : መነኮ ሳት : ወእምሕዝባውያንሂ : ካዕባ : ወአይፍ ታሕ : ዘአውገዞ : ወአይግበር : ሎቱ : ሥር ዩተ : ጸሎት : ከመ : አይኩን : ውእቱ : አስተ ቃልሎ : ለዘአውገዞ : ኤጲስቆጶስ : ወለእመ : ኮነ : ዝኩ : ኤጲስቆጶስ : አኩዩ : ወገፋዱ : በዘ ተዐውቀ : በነቤደሙ : ተዓድዎቱ : ይደሉ : ከመ : ይልክኩ : ኅበ : ጳጳስ : ዘላዕሌሁ : ውነበ : ኤጲስቆጶሳት : እስ : ከማሁ : ከመ : ይጽሐፉ : ሎቱ : በእንተ : ግብሩ : ወይንግርዎ : ወእመሰ : አበዩ : ይረድ : እመዓርጊሁ =

፪፻፺፰ ዘ፸ው፯ቱ : ወአይሐር : ኤጲስቆጶስ : ኅበ : ካልእ : ሀገር : እምነ : ሀገሩ : ዘኮነ : ላዕሌሁ : ወተሠይመ : ኤጲስቆጶስና : በእንተ : ፈኅበ : ብሔር : ወናእስ : ዜአሃ : ወውኅይተ : ሰብእ : ወበረከታተሃ : ወበእንተዝ : ከመ : ይኅሥዎ : ለዘውእቱ : ይኔይስ : እምነሃ = እስመ : ዝን ቱስ : ዘኢድልው : ሎቱ : አላ : ለኩሉ : ሰብእ : ተውሀቦ : መክፈልት : እምነበ : እግዚአብ

ሆን : ሐዋርያት : የመሠረቷት : የቤተ : ክር ሰቲያን : ሰዎችም : በመዓርግ : ከሕዝባውያን : ጋር : እንዳይተካከሉ : ይህም : ባይሆን : በእ ኑርሱ : እምሳል : ከሊቃነ : ካህናት : ጋር : እን ዳይገናኙ =

፪፻፳፮ ድስቅ : ፰ = ኤጲስቆጶሳት : ሆይ : እርስበርሳ ችሁ : አንድ : ልብ : ሁኑ = በመከራም : ጊዜ ተባበሩዋቸው = ወንድሞችን : አድኗቸው ለድኅነታቸውም : በንጹሕ : ልቡና : በመጣ ማማት : ሕዝቡን : ጠብቋቸው = በአንድ ፈቃድ : በአንድ : መንፈስ : በአንድ : አካል ይሆኑ : ዘንድ : ጌታችን : እንዳዘዘ : በአንድ ሐሳብ : በአንድ : ምክር : የተዘጋጁ : ይሆኑ ዘንድ = (ዮሐ : ፲፯ : ፳ - ፳፫) =

፪፻፶፯ ረስጠብ : ፲፩ = ኤጲስቆጶስ : መንበሩንና : ሀገረ : ሰብከቱን : ይተው : ወደሌላም : አገር : ይሄድ : ዘንድ : እይገባውም = በሕጋቸው : ውስጥ : ኃጢአታቸውን : ስማስተሥረይ : ስዚያች : አገር : ሰዎች : ጥቅም : ያላቸውን : ወንድሞቹን : ለማስታረቅ : ካልሆነ : በቀር : ሊሄድ : እይገባውም = ፈቃዳቸውም : እስኪፈ ጸም : ድረስ : ይቁይ =

፪፻፺፯ ኒቅያ : ፯ = ከኤጲስቆጶሳት : ወገን : እንዱ : ሰንኳ : ሌላው : ኤጲስቆጶስ : ያወገዘውን : ከካ ሀናት : ወይም : ከመነኮሳት : ዳግመኛም : ከሐ ዝባውያን : ወገን : ቢሆን : አይቀበል = ያወገ ዘውንም : እይፍታ : ጸሎተ : ሥርዩትም : አይድ ገምለት = ያወገዘውን : ኤጲስቆጶስ : ማቃለል : እንዳይሆን = ይህም : ኤጲስቆጶስ : ክፉ : በደ ለኛም : ቢሆን : መተላለፉ : በእነርሱ : ዘንድ : በታወቀ : ገንዘብ : ስለሥራው : ፈጽመው : ይነግሩት : ዘንድ : እንደ : እርሱ : ወደአሉ : ኤጲስቆጶሳትና : ወደበላዩ : ጳጳስ : ሊልኩ : ይገ ባል : አንበ : ቢል : ከመዓርገ : ይዋረድ =

፪፻፺፰ ኒቅያ : ፸፯ = ኤጲስቆጶስ : በአገሩ : መሰሩትና : መጥበብ : በሕዝቡ : ማነሰና : ብዛት : ምክን ያት : ኤጲስቆጶስነት : ከተሾመበት : አገር : ወጥቶ : ወደሌላ : አገር : አይሂድ = ስለዚህም : ከእርስዎ : የሚሻለውን : ሊፈልግ : እይገባ ውም : ይህ : ለእርሱ : እይገባውምና = ሰሰው : ሁሉ : ድርሻው : ከእግዚአብሔር : ተሰጥቶ ታል : እንጂ = ይህ : ከሕዝባውያን : ወገን :

ሐር : ወዝንቱሰ : ይትሜሰል : አምሳለ : አሰ : አውሰቡ : ብአሲተ : አምነ : ሕዝባውያን : ለእመ : ተዐቅሪ : ብአሲ : በብአሲቱ : ዘእን በለ : በምክንያት : ዝሙት : ለእመ : ፈቀደ : ወልጦታ : በዘትሜኒ : እምነሃ : ውእቱ : መአ ብስ : ፈድፋድ : ወከማዑኬ : ኤጲስቆጶስትኒ : ወከዘናት : እለ : የነሥሥ : ፈድፋድ : ዘይኔ ይሰ : እምሀገሮሙ : በእንተዝ : አውገዘናሆሙ : ጠመተርናሆሙ : እስመ : ዝንቱሰ : ልማድ : እኩዩ : ውእቱ :

ሚሰት : ያገቡ : ሰዎችን : ይመሰላል = ያለዝ ሙት : ምክንያት : ሰው : ከሚሰቱ : ቢሰነካ ከል : ከእርሰዎ : ዘምትዘልጥ : ለለውጣትም : ቢፈልግ : አርሱ : በጣም : በደለኛ : ነው = ከእገ ራቸው : የተሻለ : አገርን : የሚፈልጉ : ኤጲስቆ ጶስትም : ከዘናትም : እንደዚሁ : ናቸው = ሰለ ዚህም : አውግዘን : ለየናቸው = ይህ : ልማድ : መጥር : ነውና =

፪፻፲፱ ወለእመ : ኮነ : ምክንያት : ሰኤጲስቆጶስ : በዘይሰድድዎ : እምነ : ሀገሩ : እስከ : አይረ ኩብ : መካነ : ዘዘይረልስ : እምነሃ : ይእተ : ጊዜ : ብወሕ : ሎቱ : ወይደልዎ : ይሰድድዎ : ካልእተ : ሀገረ : እምክመ : አእመሩ : ንጽሕ : ዘአሁ : ወሥነ : መግቡቱ : ወሃይማኖቱ : ከመ : አተወለጠ : በዝንቱ : ወለእመ : ኮነ : ድልወ : ያፍልሰዎ : ኅበ : ዘይትሰዓል : አሰመ : አኮ : በፍትወተ : ልዑ : ዘፈለሰ : አመካኑ =

፪፻፲፱ ኤጲስቆጶስ : የሚሰደድዘት : አዝ : እስከያጣ : ድረስ : ደርሶ : ምክንያቱ : በሚያሳድዱት : ጊዜ : ቢሆን : በዚህ : ጊዜ : ይገባዋል = ንጽሕ ናውና : የአስተዳደሩ : ቸሎታ : ሃይማኖቱም : በዚህ : እንዳልተለወጠ : ካወቁ : ወደሌላይቱ : አገር : ሊሰዱት : ይገባዋል = ያፈልሱት : ዘንድ የሚበቃ : ከሆነም : ወደ : ከፍተኛ : መግርግ : ያውጡት = ከሶታው : የወጣ : በራሱ : ፈቃድ : አይደለምና =

፪፻፺ ድሰቅ : ዘ፲ወጃዱ : ወለእመ : በጽሕ : ኤጲስ ቆጶስ : ኅበ : መንበረ : ካልኡ : እንዘ : የነሥሥ ኩብረ : ወውዳሴ : ወንበረ : ባቱ : ነዋኅ : ዘመነ : በእንተ : ዘመነዩ : ፍልሰቱ : ወአእመረ : ሕጻተ : አእምሮቱ : ለኤጲስቆጶስ : በዓለ : ውእቱ : መን በር : ዘመጽእ : ኅዚሁ : መፍትወ : ሎቱ : ከመ : አይመንኖ : ለኤጲስቆጶስ : በዓለ : መን በር : ወአይሰተሐቅሮ : ወአይባርዘመ : ለለል : ይፈቅዱ : በረከተ : ፍጹመ : እምነ : ከዘናት : ዳእመ : ይኩን : ቡራኬ : ለዘዓለ : መንበር : ከመ : አይመንንዎ : ሰብኡ = ወይደሉ : ሎቱ : ከመ : አይሚም : ወአይገንዱ : እምዚተ : ከር ስተያን = ወአይደልዎ : ይደኅር : ውሰተ : ዝቢረ : መፍቅዳቲሁ : ዘይብዘን : እምሠለሰቱ : ሰናብት : ወእመኒ : ተርፈ : ውሰተ : መካነ : ዘእንተ : ግብረ : እደዋሁ : አይብዘን : ሰብኡ : ዘእንበሰ : ሠለሰቱ : እደው =

፪፻፺ ድሰቅ : ፲፩ = ኤጲስቆጶስ : ከንቱ : ውዳሴን : በመፈለግ : ወደሌላው : ሀገረ : ሰብከት : ቢመ ጣ : ሰደተም : ስለተመቸው : ብዙ : ጊዜ : በርሷ : ቢቆይ : የዚያም : አገር : ኤጲስቆጶስ : ያልተማረ : መሆኑን : ቢያውቅ : የአገሩን : ኤጲስቆጶስ : ሊንቀውና : ሊያቃልለው : አይገ ባም = ከካህናትም : ወገን : ከህነትን : ለመቀ በል : ለሚፈልጉት : ከህነትን : አይሰጥ = ሰዎ ቹ : እንዳይንቁት : ቡራኬው : ለበዓለ : መን በር : ይሁን : እንጂ = ሊሾም : አይገባውም = ከቤተ : ክርስቲያንም : አይዘገይ = ፈቃዱን : ለመፈጸም : ከ፫ : ሰንበት : የበለጠ : መሰንበት : አይገባውም = የእጅ : ሥራ : ለማሠራት : ከሶ ታው : ቢሰነብት : ከሦሰት : ሰው : በቀር : ሰው : አያብዛ =

፪፻፺፩ ረስጠኛ : ዘ፫ : አይትወክፉ : ሰምሀ : ሐራ : ጥቃ : ዘሎአቶሙ : በላውያን : ላዕለ : ኤጲስቆ ጶስ =

፪፻፺፩ ረስጠኛ : ፫ = በኤጲስቆጶስ : ላይ : የሐራ : ጥቃን : ምስክርነት : አይቀበሉ : እነርሱም : መናፍቃን : ናቸው =

፪፻፺፪ ረስጠብ : ዘ፲ወፄቱ : ወአይትወክፉ : ላዕሌሁ : ሰምሀ : እሐዱ : ኤጲስቆጶስ =

፪፻፺፪ ረስጠብ : ፲፪ = በርሱ : ላይ : ያንዱን : ኤጲስቆ ጶስ : ምስክርነት : አይቀበሉ =

፪፻፺፫ ኃምሰ : በእንተ : ተጋብአቶሙ : ለኤጲስቆጶ ሳት : ወውእቱ : በኮሎ : ዓመታት : ፄተ : ጊዜ :

፪፻፺፫ አምስተኛው : ሰለ : ኤጲስቆጶስት : መሰብሰብ : ይናገራል = ይኸውም : በዓመት : ሁለት : ጊዜ :

፪፻፳፬

ወበእንተአሆሙ ፡ ፪ቱ ፡ ቃላት ።
ቀዳሚነ ፡ ረስጠብ ፡ ዘጸወኒቱ ፡ ረስጠኛ ፡
ዘጸወኒቱ ፡ ጸክ ፡ ዘጸ ፡ ወይኩን ፡ ጉባኤ ፡ ኤጲ
ስቆስቶስ ፡ ፪ቱ ፡ ጊዜ ፡ በበዓሎች ፡ ወይትናገሩ ፡
ዘይከውን ፡ በእንተ ፡ ግብረ ፡ አብያተ ፡ ክርስቲ
ያኒሆሙ ፡ ወነተሱ ፡ ዘወጸበ ፡ ላዕለ ፡ መንፈቆሙ ፡
ናካሬሁ ፡ ወሥርዓቱ ፡ ወያስበሉ ፡ ዕቅፍታታ ፡
እለ ፡ ይከውና ፡ ውሰተ ፡ ቤተ ፡ ክርስቲያን ።
ወለእመ ፡ ኮነት ፡ ጽልእ ፡ ይፈጽምሞ ፡ በው
ናይ ፡ ወጊዜ ፡ ቀዳሚት ፡ ጉባኤ ፡ በራብዕ ፡
ሱባዔ ፡ አምሳ ፡ ወዳግሚትኒ ፡ አመ ፡ ኒወጀ ፡
ለጥምቀት ።

፪፻፳፭

ወዳግሚታ ፡ ዘኒቅ ፡ ጌቱ ። ዘኒቅያ ፡ ማወጅ ፡
ድትጋብኤ ፡ ኤጲስቆስቶስ ፡ ዘነተሉ ፡ መካናት ፡
ኅበ ፡ ጳጳሶሙ ፡ አው ፡ ኅበ ፡ ሊቀ ፡ ጳጳሳቲሆሙ ፡
፪ቱ ፡ ጊዜ ፡ ዘነተሉ ፡ ዓመታት ፡ ቀዳሚ ፡ አምቅ
ድመ ፡ ጸመ ፡ ማ ፡ ዘዘያሴሰሉ ፡ እከየ ፡ ወቀጥጥጥ ፡
ወትኩን ፡ ቀርባኖሙ ፡ በጸም ፡ ቅድስት ፡ ንጽ
ሕተ ፡ ወክብርተ ፡ ለእግዚአብሔር ። ወዳግሚ
ትኒ ፡ በዘመነ ፡ መጻው ፡ እምድኅረ ፡ በዓለ ፡
መስቀል ። አስመ ፡ ያቦዝገ ፡ ሕማመ ፡ ብድብድ
ወሞተ ፡ ግብት ፡ በዘመነ ፡ ሐጋይ ፡ ወተወን ፡
ከመ ፡ ይኩን ፡ ፍቅር ፡ ወስላም ፡ አምቅድመ ፡
ሞት ፡ በዘያበጽሑ ፡ ኅበ ፡ እግዚአብሔር ፡ አያሱስ ፡
ክርስቶስ ፡ በጽርዮት ፡ ወንጽሕ ። ወከመ ፡ ይፈ
አዩ ፡ በእንተ ፡ ፍትሑ ፡ ለዘአውዕኦ ፡ ኤጲስቆ
ስቶስ ፡ እምካህናት ፡ አው ፡ እምካልከኒሆሙ ፡
ከመ ፡ እይኩን ፡ ተአንትሎ ፡ አው ፡ በእንተ ፡
ግብር ፡ ዘይከውን ፡ ከመዘ ፡ ወይፍትሑ ፡
በከመ ፡ ይትካሙት ፡ ሎሙ ።

፪፻፳፮

ወለእመ ፡ ተበውቀ ፡ ሕያሂ ፡ እምእሉ ፡ ከመ ፡
ውእቱ ፡ አከከየ ፡ ላዕለ ፡ ኤጲስቆስቶስ ፡ ለይትግ
ሠዕ ፡ ተግግጸ ፡ ፍጹመ ፡ ፡ ወይትከላእ ፡ አምበ
ዋእ ፡ ቤተ ፡ ክርስቲያን ፡ ወትድምርት ፡ አም
እመናን ። ወለእመ ፡ ተአበዘ ፡ ለኤጲስቆስቶስ ፡
አይደልዎ ፡ ለገበኩ ፡ ከመ ፡ ይትገሠዕ ፡ ተግግግ።
እምን ፡ ጉባኤ ፡ በእንተ ፡ ኃጢአቱ ፡ እስመ ፡
ውእቱ ፡ ተአመን ፡ ከመ ፡ ይሥረዩ ፡ ሎቱ ፡ በእ
ንተ ፡ ዘገብረ ፡ ቦቱ ፡ ቁመ ፡ ወመጥተ ፡ ወሕ
ሠመ ፡ ያግብእም ፡ ኅበ ፡ መዓርጉ ፡ ዘቀዳሚ ።
ወለእመ ፡ ተቀየመ ፡ ወተምዕዎ ፡ ወተኅዩለ ፡ ላዕ
ሌዐ ፡ ለይደቅ ፡ እምነርጌዐ ።

፪፻፳፬

ነው ። ስለነርሱም ፡ ሁለት ፡ ቃላት ፡ አሉ ።
መጀመሪያዎ ፡ ረስጠብ ፡ ጸኚ ። ረስጠኛ ፡ ጸ፰ ።
ጸክ ፡ ጸ ። የኤጲስቆስቶስ ጉባኤ ፡ በዓመት ፡
ሁለት ፡ ጊዜ ፡ ይሁን ። ስለ ፡ ቤተ ፡ ክርስቲያ
ናቸው ፡ የሚሆነውን ፡ ሥራ ፡ ይነጋገሩ ። በእኩ
ሌቶቹ ፡ ላይ ፡ ያስቸገረውን ፡ ሁሉ ፡ ትርጓሜ
ውን ፡ ሥርዓቱን ፡ ሁሉ ፡ ይነጋገሩ ። በቤተ ፡
ክርስቲያን ፡ ውስጥ ፡ የሚሆኑትንም ፡ መስናክ
ሎች ፡ ያስወግዱ ። ጠብ ክርክርም ፡ ቢሆን ፡
በዕርቅ ፡ ይፈጽሟት ። መጀመሪያዬቱ ፡ ጉባኤ ፡
በበዓለ ፡ ማ ፡ በአራተኛው ፡ ሱባኤ ፡ ትሁን ።
ሁለተኛዬቱም ፡ ጉባኤ በጥቅምት ፡ ኒ፪ ፡ ቀን ፡
ትሁን ።

፪፻፳፭

ሁለተኛዎ ፡ ኒቅ ፡ ጌታ ። ኒቅያ ፡ ማጅ ። የየቦታው ፡
ሁሉ ፡ ኤጲስቆስቶስ ፡ በየመቱ ፡ ሁለት ፡ ጊዜ ፡
ከጳጳሳቸው ፡ ወይም ፡ ከሊቀ ፡ ጳጳሳቸው ፡ ዘንድ
ይስብስቡ ። መጀመሪያ ፡ ከጸመ ፡ ማ ፡ በፊት ፡
ይሁን ። ክፉንና ፡ ቀጣጥን ፡ በሚያርቁ ፡ ገንዘ
ብ ፡ ቀርባኖቻቸውም ፡ ለእግዚአብሔር ፡ ንጽ
ሕት ፡ ክብርት ፡ ቅድስት ፡ ትሁን ፡ ዘንድ ። ሁለ
ተኛውም ፡ ከበዓለ ፡ መስቀል ፡ በኋላ ፡ በመካር ፡
ወራት ፡ ይሁን ። በበጋና ፡ በበልግ ፡ ወራት ፡
ቸንፈር ፡ የድንገት ፡ ሞት ፡ ይዘዘልና ፡ ከሞት ፡
አስቀድሞ ፡ ፍቅር ፡ ሰላም ፡ ይሆን ፡ ዘንድ ።
ወይ ፡ ጌታችን ፡ ወይ ፡ አያሱስ ፡ ክርስቶስ ፡
በፍጹም ፡ ንጽሕና ፡ በሚቀርቡ ፡ ገንዘብ ። ከካ
ህናት ፡ ወገን ፡ ወይም ፡ ከሕዝቡ ፡ ወገን ፡ ቢሆን
ኤጲስቆስቶስ ፡ አውግዞ ፡ የለየውን ፡ ሰው ፡ ፍርድ
ይመረምሩ ፡ ዘንድ ፡ ቸልታ ፡ እንዳይሆን ፡
ወይም ፡ ይህን ፡ በሚመስል ፡ ነገር ፡ ሁሉ ፡ እን
ደ ፡ ተገለጠላቸው ፡ ይፈርዱ ፡ ዘንድ ።

፪፻፳፮

ከነዚህ ፡ አንዱ ፡ ስንዒ ፡ በኤጲስቆስቶስ ፡ ላይ ፡
ክፉ ፡ ሥራ ፡ እንደሠራ ፡ ቢታወቅ ፡ ፍጹም ፡
ቅጣት ፡ ይቀጣ ። ወይ ፡ ቤተ ፡ ክርስቲያን ፡ ከመ
ግባት ፡ ከምእመናንም ፡ ጋራ ፡ ከመገናኘት ፡
ይከልከል ። ለኤጲስቆስቶስ ፡ ከታዘዘም ፡ ስለሠ
ራው ፡ ኃጢአት ፡ በጉባኤ ፡ ፍጹም ፡ ቅጣት ፡
ሊቀጣ ፡ አይገባውም ። ስላስቀየሙው ፡ ስላስቆ
ጣው ፡ ስላስከፋው ፡ ይቅር ፡ ይሉት ፡ ዘንድ ፡
በይሉን ፡ አምኖአልና ፡ ወይቀደመ ፡ ማዕርጉ ፡
ይመልሱት ። ተቀደሞ ፡ ተቆጥቶ ፡ በርሱ ፡ ላይ ፡
ቢበረታበት ፡ ከማዕርጉ ፡ ይዋረድ ።

አንቀጽ ፡ ፩ ።

ሰለ ፡ ኤጲስቆጶስ ።

፻፳፯ ድስቅ ፡ ማ ፡ እመቦ ፡ ኤጲስቆጶስ ፡ ዘተጸውቦ ፡ ጎበ ፡ ዝንቱ ፡ ጉባኤ ፡ ኢያሱታቃልል ፡ ሰበጺሕ ፡ ወኢያድኅር ፡ ዘእንበለ ፡ ሰእመ ፡ ተዳዶቆ ፡ ተመ ክንዮት ፡ ፅወቅ ፡ ወድጽሐፍ ፡ መልእክተ ፡ እንዘ ፡ ይንግር ፡ ተመክንዮቶ ፡ ወድንግእ ፡ መባ ሕተ ።

፻፳፯ ድስቅ ፡ ማ ። ወደዚህ ፡ ጉባኤ ፡ የተጠራ ፡ ኤጲስ ቆጶስ ፡ ቢኖር ፡ አልመጣም ፡ አይበል ። የታ ወቀ ፡ ምክንያት ፡ ካላገኘው ፡ በቀር ፡ ወደኋላ ፡ አይቅር ። የቀረበትንም ፡ ምክንያት ፡ ይጻፍ ። ፈቃድም ፡ ይቀበል ።

፻፳፰ ዘኒቅያ ፡ ወእምክመ ፡ ተጋብኡ ፡ ጎበ ፡ ሊቀ ፡ ጳጳሳቲያሎ ፡ በእንተ ፡ ግብር ፡ ዘይደሉ ፡ ከመ ፡ ደስአልም ፡ በእንተአሃ ፡ ወይፍልዮ ፡ ሎሙ ፡ ፍትሐ ፡ ዜአሁ ፡ ወኢያክሥቱ ፡ ምሥጢሮሙ ፡ ዘእንበለ ፡ ዘይትፈቀድ ፡ ጎበ.ሁ ፡ ለከሚተ ፡ ዝንቱ ፡ በእንተ ፡ ብዝን ፡ እእምሮቱ ፡ ወሃይ ማኖቱ ፡ ወኢያቱም ፡ ፩ዱሂ ፡ ቅሩበ ፡ ጎበ.ሆሙ ፡ ዘእንበለ ፡ ማእምራን ፡ ወድንብሩ ፡ ማእከለ ፡ ምርፋቆሙ ፡ ፩ይ ፡ መንበረ ፡ ወድንብርም ፡ ዲቤሁ ፡ ለወንጌል ፡ ቅዱስ ፡ ወድንበር ፡ ሊቀ ፡ ጳጳስት ፡ በቅድሚያሎ ፡ ወይፅጽዉ ፡ አናቅጽ ፡ ወይትነሥኡ ፡ ጎበ.ረ ፡ ወይጸልዩ ፡ ወይግብኡ ፡ ጎበ ፡ ምርፋቆሙ ፡ ወይሕትቱ ፡ በእንተ ፡ ግብር ፡ ዘተጋብኡ ፡ በእንተአሁ ፡ በጎበእ ። ወሶበ ፡ ፈጸሙ ፡ ፍትሐ ፡ በተግህሎ ፡ ወፈትኩ ፡ ላዕለ ፡ ዘይደሉ ፡ ላዕሊሁ ፡ ዘንተ ፡ በከመ ፡ ደፊ ቅድ ፡ እግዚአብሔር ፡ ይክሥትም ፡ እንከ ።

፻፳፰ ኒቅያ ። ስለሚገባው ፡ ሥራ ፡ ሁሉ ፡ የተሰበሰቡ በትን ፡ ሥራ ፡ ይጠይቁት ፡ ዘንድ ፡ ወደ ፡ ሊቀ ፡ ጳጳሳታቸው ፡ ከተሰበሰቡ ፡ በኋላ ፡ ፍርድን ፡ ይሰያላቸው ። ስለ ፡ እእምሮው ፡ ጽኑት ፡ ስለሃ ይማኖቱም ፡ ምሥጢር ፡ ሊገልጹላት ፡ ለሚ ገባው ፡ ሰው ፡ ነው ፡ እንጂ ፡ ለማይገባው ፡ ምሥ ጢራቸውን ፡ እይግሰጡ ። ከአዋቂዎች ፡ በቀር ፡ እንዴ ፡ ስንኳ ፡ ወደነርሱ ፡ ቀርቦ ፡ አይቁም ። በመቀመጫቸውም ፡ መካከል ፡ አንድ ፡ ወን በር ፡ ያኑሩ ፡ ቅዱስ ፡ ወንጌልንም ፡ በርሱ ፡ ላይ ፡ ያስቀምጡት ። ሊቀ ፡ ጳጳሳቱም ፡ በፊት ቸው ፡ ይቀመጥ ። በሩን ፡ ይዘጉ ። በእንድነት ፡ ተነሥተውም ፡ ይጸልዩ ። በየመቀመጫቸውም ፡ ይቀመጡ ። የተሰበሰቡበትንም ፡ ሥራ ፡ በሥ ወር ፡ (በቆይታ) ፡ ይመርምሩ ። በርነራኔ ፡ ፍርድን ፡ በፈጸሙ ፡ ጊዜ ፡ እግዚአብሔር ፡ እን ደሚወደው ፡ የሚገባውን ፡ በርሱ ፡ ላይ ፡ ከፈ ረዱ ፡ በኋላ ፡ እንግዲህ ፡ ይግለጹላት ።

፻፳፱ ላድስ ፡ ረስጠጅ ፡ ዘጅወ፩ዱ ፡ ዘኒቅያ ፡ ሃወጄቱ ፡ ጸክ ፡ ዘጃወቹቱ ፡ ኢያመርሱ ፡ ኤጲስቆጶስና ፡ ወኢታብውሕ ፡ ትአዛዝ ፡ በእንተአሃ ፡ እሰመ ፡ አምላካዊት ፡ ይሉቱ ፡ ኢ ፡ ለዘመድ ፡ ወኢ ፡ ለን ከር ፡ ወለክነትነ ፡ ከማዕ ።

፻፳፱ ስድስተኛ ፡ ረስጠጅ ፡ ፸፩ ። ኒቅያ ፡ ሃ፪ ። ጸክ ፡ ጃ፣ ኤጲስቆጶስነትን ፡ ለሌላ ፡ አድውርሱ ። ሕግ ፡ ስለርሷ ፡ አታዝም ፡ የአምላክ ፡ ገንዘብ ፡ ናትና ። ሰዘመድም ፡ ለባዕድም ፡ ቢሆን ። ክሀነትንም ፡ እንደዚሁ ፡ አድውርሱ ።

፻፸ ላብዕ ፡ ዘኒቅያ ፡ ዘሃወጄቱ ፡ ኢያወሃሙ ፡ ፪ቱ ፡ ኤጲስቆጶስ ፡ ላዕለ ፡ ኢሐቱ ፡ ሀገር ፡ ወለአመ ፡ ይትጋክዙ ፡ ሰብኢ ፡ ሀገር ፡ አው ፡ አሀገር ፡ እስከ ፡ ይትከፈሉ ፡ ጎበ ፡ ፪ቱ ፡ ክፍል ፡ ወበ ዛቱ ፡ ምክንያት ፡ ተሠደመ ፡ ካልእ ፡ ኤጲስ ቆጶስ ፡ ለይሕትቱ ፡ ጥዩቀ ፡ በእንተ ፡ ዝንቱ ። መለእመኒ ፡ እረከቡ ፡ ላዕሰ ፡ ቀዳማዊ ፡ ኤጲስ ቆጶስ ፡ ዘይደሉ ፡ ለኑቲሮቱ ፡ ለድንበር ፡ በመ ካኑ ፡ ወአመሰ ፡ ረከቡ ፡ በላዕሊሁ ፡ ለደሚሙ ፡ በመካነ ፡ ዜአሁ ፡ ዘአልቦ ፡ ነውር ፡ ውስቱቱ ፡ ወለዝንቱ ፡ ያውግዝም ።

፻፸ ሰባተኛ ፡ ኒቅያ ፡ ሃ፱ ። በእንዲት ፡ እዝር ፡ ሁለት ኤጲስቆጶስ ፡ እይሾሙ ። የከተማና ፡ የገጠር ፡ ስዎች ፡ ከሁለት ፡ እስከ ፡ መካፈል ፡ ደርሰው ፡ ቢጣሉ ፡ በዚህም ፡ ምክንያት ፡ ሌላ ፡ ኤጲስቆ ጶስ ፡ ቢሾም ፡ ስለዚህ ፡ ረጽመው ፡ ይመርምሩ ። በፊተኛው ፡ ኤጲስቆጶስ ፡ ላይ ፡ የሚሾሰር ፡ ነውር ፡ ካላገኘበት ፡ በቦታው ፡ ይቀመጥ ። በርሱ ፡ ላይ ፡ ቢያገኙበት ፡ ግን ፡ ነውር ፡ የሌለ በትን ፡ ይሾሙ ። እርሱን ፡ ግን ፡ ይለዩት ።

፻፸፩ ዶቅ ፡ ዘሃወጄቱ ፡ ኢያደሉ ፡ ከመ ፡ ይኩኑ ፡ ፪ቱ ፡ ኤጲስቆጶስ ፡ ውስተ ፡ እሐቱ ፡ ሀገር ፡ እላ ፡ አብሮሮሮስ ፡ ወውሉቱ ፡ ቆሞስ ፡ መትልዉ ፡

፻፸፩ ዶቅ ፡ ሃ፯ ። በእንዲት ፡ እዝር ፡ ውስጥ ፡ ሁለት ፡ ኤጲስቆጶስ ፡ ሊሾሙ ፡ አይገባም ። አብሮሮሮስ ፡ ይኸውም ፡ የኤጲስቆጶስ ፡ ምክትል ፡ የሚሆን ፡

ሰኤጲስቆስታስ ። ወለእመ ፡ ሀሰወ ፡ ኤጲስቆስታስ ፡
ውስተ ፡ ሀገር ፡ ኢይግባር ፡ ምንተኒ ፡ ቆሞሰ ፡
ዘእንበለ ፡ ምክረ ፡ ኤጲስቆስታስ ፡ ዘሀገር ፡ አው ፡
ዘብሔር ።

፫፻፱ ሳምን ፡ ይነግር ፡ በእንተ ፡ ተመከንዮታት ፡
እንተ ፡ ሶበ ፡ ትትዐወቅ ፡ እሐቲ ፡ እምኔሆን ፡
በላዕለ ፡ ኤጲስቆስታስ ፡ ይወድቅ ፡ እመዓርጊሁ ፡
ወይትመተር ፡ እምሣመቱ ፡ ወጉልቆን ፡ በው
ስተ ፡ ዝንቱ ፡ አንቀጽ ፡ ጸወጅቱ ፡ ተመከንዮ
ታት ።

፫፻፲ ቀዳሚት ፡ ወዳግሚት ፡ ሣልሲት ፡ ወራብዓት ፡
ዘይነሥአ ፡ ለኤጲስቆስታስ ፡ በሕልዮን ፡ አው ፡
በተጎይሎ ፡ አው ፡ በተመይኖ ፡ እው ፡ ዘይ
ሁብ ፡ ኪያሃ ፡ በሕልዮን ።

፫፻፳ ረስጠብ ፡ ጽ ። ኒቅያ ፡ ሆወቹቱ ፡ በሰ ፡ ማወጅቱ ፡
ኤጲስቆስታስ ፡ አው ፡ ቀሲስ ፡ አው ፡ ዲያቆን ፡ ዘይ
ነሥአ ፡ ለዛቲ ፡ መዓርግ ፡ በሕልዮን ፡ ይትመ
ተር ። ወዘሜሞሂ ፡ ይትመተር ፡ ወኢይሳተ
ፍዎ ፡ ግሙራ ፡ በከመ ፡ ተገብረ ፡ በሲሞን ፡
መሠርይ ፡ እምነቤየ ፡ እነ ፡ ጴጥሮስ ።

፫፻፳፭ ረስጠብ ፡ ጽወጅዱ ፡ ወለእመ ፡ ተራድአ ፡ በመ
ኳንንተ ፡ ዝንቱ ፡ ዓለም ፡ ወተሠይመ ፡ ለቤተ ፡
ክርስቲያን ፡ እምነቤሆሙ ፡ ይትመተር ፡ ወይ
ሰይድ ፡ ወእቲኒ ፡ ወኸሎሙ ፡ አለ ፡ ተሳተ
ፍዎ ።

፫፻፳፯ ረስጠጅ ፡ ጽወጅቱ ፡ አው ፡ ዘእስፈወ ፡ ከመ ፡
የሀብ ፡ ሕልዮን ፡ እስከ ፡ ይሠየም ፡ በጉሕሉት ፡
ኢይትወከፉ ፡ ሣመቶ ፡ ወእመኒ ፡ ሞአ ፡ በእ
ንቲአሃ ፡ በጉሕሉት ፡ ምቱር ፡ ውአቱ ፡ ወይ
ኩን ፡ በነቤክሙ ፡ በአምሳሰ ፡ እረማዊ ፡ ወይ
ሰይድ ፡ እምቤተ ፡ ክርስቲያን ፡ ለእግዚእብ
ሔር ። ወይትገነሡ ፡ እምተናግሮቱ ፡ ወእምት
ድምርቱ ፡ በከመ ፡ ተግነሥኩ ፡ እነ ፡ ጴጥሮስ ፡
አምትድምርተ ፡ ሲሞን ፡ መሠርይ ፡ ወሰይድ
ክዎ ፡ እምቤተ ፡ ክርስቲያን ፡ ለእግዚእብሔር ፡
በትአዛዘ ፡ መንፈስ ፡ ቅዱስ ።

፫፻፺ ሰለ ፡ ማወጅቱ ፡ እመቦ ፡ ኤጲስቆስታስ ፡ ዘይነሥአ ፡
ንዋየ ፡ እምነ ፡ ጅዱ ፡ ዘይሠይሞ ፡ እንዘ ፡ እኮነ ፡
ድልወ ፡ ይትወገዝ ፡ ወለዝንቱ ፡ ሲሞን ፡ መሠ
ርይ ፡ ዘዘከርዎ ፡ ሐዋርያት ፡ በቀጥናሆሙ ፡
ውእቱ ፡ ዘዘከሮ ፡ ለቃስ ፡ በመጽሐፈ ፡ አብረ
ክሲስ ፡ ወይቤ ፡ ወሶበ ፡ ርአየ ፡ ሲሞን ፡ ከመ ፡
በአንብሮ ፡ እደዋሆሙ ፡ ለሐዋርያት ፡ ይወ

ቆሞሰ ፡ ነው ፡ ቆሞሱ ፡ ይሁን ፡ እንጂ ። ኤጲስ
ቆስታስ ፡ በአገር ፡ ያለ ፡ እንደሆነ ፡ ቆሞሱ ፡ ያለ ፡
ኤጲስቆስታስ ፡ ፈቃድ ፡ በከተማ ፡ ወይም ፡ በገ
ጠር ፡ ምንም ፡ አይሥራ ።

፫፻፳፱ ሰምንተኛው ፡ ከነውር ፡ ወገን ፡ አንዲቱ ፡ ነውር
በኤጲስቆስታስ ፡ ላይ ፡ ብትታወቅበት ፡ ከመዓ
ርጉ ፡ የሚዋረድበትን ፡ ክሹመቱ ፡ የሚሻርበ
ትን ፡ ምክንያት ፡ ይናገራል ። በዚህም ፡ እን
ቀጽ ፡ ውስጥ ፡ ቀጥረቸው ፡ ጸጅ ፡ ምክንያቶች ፡
ናቸው ።

፫፻፴ ለመጀመሪያዎና ፡ ሁለተኛዎ ፡ ሦስተኛዎና ፡ እራ
ተኛዎ ፡ ኤጲስቆስታስን ፡ በማማለጃ ፡ በጉል
በት ፡ በተንኩል ፡ ሰለ ፡ ተሾመው ፡ ወይም ፡
ማማለጃ ፡ ተቀብሎ ፡ ስለሾመው ፡ ነው ።

፫፻፴፱ ረስጠብ ፡ ጽ ። ኒቅያ ፡ ሆወቹ ፡ በሰ ፡ ማወጅ ፡ ይህችን ፡
ማዕርግ ፡ በማማለጃ ፡ የተሾመ ፡ ኤጲስቆስታስ ፡
ወይም ፡ ቄስ ፡ ወይም ፡ ዲያቆን ፡ ይሻር ። የሾ
መውም ፡ ይሻር ። በእኔ ፡ በጴጥሮስ ፡ ዘንድ ፡
በመሠርዩ ፡ በሲሞን ፡ ላይ ፡ እንደተደረገው ፡
ፈጽመው ፡ አይገናኙት ።

፫፻፵፭ ረስጠብ ፡ ጽጅ ። በዚህ ፡ ዓለም ፡ መኳንንት ፡
ቢረዳ ፡ ከነርሱም ፡ ዘንድ ፡ ለቤተ ፡ ክርስቲያን ፡
ቢሾም ፡ ይሻር ። እርሱና ፡ ግብረ ፡ እበሮቹ ፡
ሁሉ ፡ ይለዩ ።

፫፻፵፯ ረስጠጅ ፡ ጽጅ ። ወይም ፡ እስኪሾም ፡ ድረስ ፡
መማለጃ ፡ እስጣለሁ ፡ ብሎ ፡ የተሾመ ፡ ሹመ
ቱን ፡ አይቀበሉት ። በተንኩል ፡ በያሸንፍም ፡
የተለየ ፡ ነው ። በእናንተም ፡ ዘንድ ፡ እንደ ፡
እረማዊ ፡ ይሁን ፡ ከእግዚእብሔር ፡ ቤተ ፡ ክር
ስቲያንም ፡ ያለይ ። ክርሱ ፡ ጋር ፡ ከመንጋርና ፡
ከመገናኘት ፡ ይራቁ ። እኔ ፡ ጴጥሮስ ፡ ከሲሞን ፡
መሠርይ ፡ ጋር ፡ ከመገናኘት ፡ እንደራቅሁ ።
በመንፈስ ፡ ቅዱስም ፡ ትአዛዝ ፡ ከእግዚእብሔር
ቤተ ፡ ክርስቲያን ፡ እንደ ፡ ለየሁት ።

፫፻፶፯ ሰለ ፡ ማወጅ ፡ ሳይገባው ፡ ገንዘብ ፡ ተቀብሎ ፡ የሚ
ሾም ፡ ኤጲስቆስታስ ፡ ቢኖር ፡ ይለይ ። ሐዋርያት ፡
በመጽሐፋቸው ፡ የጻፉት ፡ ለቃስም ፡ በግብረ ፡
ሐዋርያት ፡ የጻፈው ፡ ሲሞን ፡ መሠርይ ፡ ነው ።
(የሐዋ ፡ ሥራ ፡ ፳ ፡ ፲፰ - ፲፱) ። ሲሞን ፡ ሐዋር
ያት ፡ እጃቸውን ፡ በጫኑበት ፡ ሰው ፡ ላይ ፡ መን
ፈስ ፡ ቅዱስ ፡ ሲወርድበት ፡ ባየ ፡ ጊዜ ፡ መን

አንቀጽ ፡ ፳ ፡

በለ ፡ ኤጲስቆሳባት ፡

ርድ ፡ መንፈስ ፡ ቅዱስ ፡ አምጽአ ፡ ሎሙ ፡
ንዋዩ ፡ እንዘ ፡ ይብል ፡ ሀቡኒ ፡ ሊተኒ ፡ ዘንተ ፡
ሥልጣን ፡ ከመ ፡ ሶበ ፡ አንበርኩ ፡ እዴዩ ፡
ይረድ ፡ ላዕሊሁ ፡ መንፈስ ፡ ቅዱስ ፡ ወይበሎ ፡
ሰምዖን ፡ ብሩርከ ፡ ትሐር ፡ ምሰሌከ ፡ ውሱተ ፡
ኅጉል ፡ በእንተ ፡ ዘሐሰይከ ፡ አንተ ፡ ከመ ፡
ሀብተ ፡ እግዚአብሔር ፡ በረባኅ ፡ ዓለም ፡ ትጠ
ረይ ፡ አልብከ ፡ ክፍል ፡ ወእርሱት ፡ ውሱተ ፡
ዘንቱ ፡ ሃይማኖት ፡ እሰመ ፡ ልብከ ፡ ኢኮነ ፡
ርቱፀ ፡ ቅድመ ፡ እግዚአብሔር ፡ ዳእሙ ፡ ተመ
የጥ ፡ እምዘንቱ ፡ እከይከ ፡ ወሰኦል ፡ ኅዘ ፡ እግ
ዚአብሔር ፡ ከመ ፡ ይሥረይ ፡ ለከ ፡ ውእቱ ፡
እከዩ ፡ ልብከ ፡

፻፸፭

ኃምስ ፡ ረሰጠጅ ፡ ጽወቅቱ ፡ እመቦ ፡ ኤጲስቆ
ጳስ ፡ ዘተማግሥ ፡ በእንተ ፡ ምግብኅሁ ፡ ለሰ
ብእ ፡ አፍእ ፡ አው ፡ በመኳንንተ ፡ ዓለም ፡
ከመ ፡ ይርድእም ፡ በእንተ ፡ ሥርዓተ ፡ ቤተ ፡
ክርስቲያን ፡ እንዘ ፡ የኅሥሥ ፡ በዝንቱ ፡ አገሰ
ርቶሙ ፡ ለሕዝበ ፡ እግዚአብሔር ፡ ወከመ ፡
ይትዐበይ ፡ ላዕሊሁሙ ፡ በዘእይይሉ ፡ አው ፡
ከመ ፡ ይማዕ ፡ ቤተ ፡ ክርስቲያን ፡ ካልኡ ፡
ውጉዝ ፡ ውእቱ ፡ ወምተር ፡ ወዮሎሙ ፡ እለ ፡
ይትራድእም ፡ በዝንቱ ፡ ግብር ፡

፻፸፱

ሳድስ ፡ በስ ፡ ዘፀወጁቱ ፡ እመቦ ፡ ኤጲስቆጳስ ፡
ዘይንሥእ ፡ ሕልያን ፡ እምቀሳውሰት ፡ ወዲያቆ
ናት ፡ ወየኅድግሙ ፡ ኅዘ ፡ መዓርጊሆሙ ፡ እንዘ ፡
ላዕሊሆሙ ፡ ናትሕ ፡ ለይሃእ ፡

፻፹

ሳብፀ ፡ ጸክ ፡ ዘፀወጁቱ ፡ እመቦ ፡ ሊቀ ፡ ጳጳሳት ፡
አው ፡ ጳጳስ ፡ አው ፡ ኤጲስቆጳስ ፡ እሰመ ፡ በእን
ቲአሆሙ ፡ ኦሐቲ ፡ ናኖት ፡ ዘአበየ ፡ እምቤተ ፡
ክርስቲያን ፡ እምድኅረ ፡ ሢመቱ ፡ ወተወክ
ፎቱ ፡ እሎንተ ፡ መዓርጊታቱ ፡ ወለእመኒ ፡
አሐይ ፡ ዕለተ ፡ አው ፡ አሐተ ፡ ሰዓተ ፡ ወእምዛ፡
ጉዩ ፡ እምውእቱ ፡ መንበር ፡ ይትወቀሥ ፡ እም
ሰብእ ፡ ሀገሩ ፡ እሰከ ፡ አሆ ፡ ይቤ ፡ ወይትመየጥ ፡
ኅዘ ፡ መንበሩ ፡ ወእመ ፡ አኮ ፡ ይሰይድ ፡ እምን፡
መካን ፡ ዘፈተወ ፡ ይንበር ፡ ውሱቱቱ ፡ ወእም
ተይምሮ ፡ ጉባኤ ፡ ወእመ ፡ ኢተመይጠ ፡
ድኅረ ፡ ሰአልም ፡ ሰብእ ፡ ሀገሩ ፡ ጎርዮት ፡
ሎሙ ፡ እመ ፡ ፈቀዱ ፡ ያንብርዎ ፡ ኅቤሆሙ ፡
ወይዝክሩ ፡ ሰሞ ፡ ወለእመስ ፡ ጸልእም ፡ አይ
ዝክሩ ፡ ሰሞ ፡ እሰመ ፡ ይይሱ ፡ ይጸልዩ ፡ ላዕ
ሊሁ ፡ በከመ ፡ ውእቱ ፡ ጸላዩ ፡ ላዕሊሆሙ ፡

ፈስ ፡ ቅዱስ ፡ ያድርበት ፡ ዘንድ ፡ ይህን ፡ ሥል
ጣን ፡ ሰጡኝ ፡ ብሎ ፡ ገንዘብ ፡ አመጣላቸው ፡
ሰምዖንም ፡ አለው ፡ በዚህ ፡ ዓለም ፡ ጥቅም ፡
ሀብተ ፡ እግዚአብሔርን ፡ ገንዘብ ፡ ታደርግ ፡
ዘንድ ፡ ሰላሰብህ ፡ ብርህ ፡ ካንተ ፡ ጋር ፡ ለጥፋ
ትህ ፡ ትሁን ፡ በዚህ ፡ ሃይማኖት ፡ ውስጥ ፡
ዕድል ፡ ፈንታ ፡ ርስትም ፡ የለህም ፡ ልብህ ፡
በእግዚአብሔር ፡ ፈት ፡ የቀና ፡ አይደሰምና ፡
ከዚህ ፡ ክፋትህ ፡ ተመሰሰ ፡ እንጂ ፡ እርሱ ፡ የል
ብህን ፡ ክፋት ፡ ያሰተመርዶልህ ፡ ዘንድ ፡ ወደ ፡
እግዚአብሔር ፡ ሰምን ፡

፻፸፭

እምስተኛ ፡ ረሰጠጅ ፡ ጽፀ ፡ እሾምሃሊሁ ፡ ብሎ ፡
ከውጭ ፡ ሰዎች ፡ ጋር ፡ ወይም ፡ ከዓለም ፡ መኳ
ንንት ፡ ጋር ፡ ስለቤተ ፡ ክርስቲያን ፡ ሹመት ፡
ይረዱት ፡ ዘንድ ፡ የተማህን ፡ ኤጲስቆጳስ ፡
ቢኖር ፡ በዚህ ፡ የእግዚአብሔርን ፡ ሕዝብ ፡ ሊያ
ዋርድ ፡ በማይገባ ፡ በላያቸው ፡ ሊታበይ ፡
ወይም ፡ የባልንጾራውን ፡ ቤተ ፡ ክርስቲያን ፡
ሊወሰድ ፡ ፈልጎ ፡ የተማህን ፡ ቢኖር ፡ ፈጽሞ ፡
የተወገዘ ፡ ነው ፡ በዚህ ፡ ሥራ ፡ የሚረዱትም ፡
ሁሉ ፡ ፈጽመው ፡ የተወገዙ ፡ ናቸው ፡

፻፸፱

ሰድስተኛ ፡ በስ ፡ ፲፭ ፡ ከቀሳውስትና ፡ ከዲያቆ
ናት ፡ መማለጃ ፡ ተቀብሎ ፡ ፍርድ ፡ እያለባ
ቸው ፡ በመዓርጊታቸው ፡ የሚተዋቸው ፡ ኤጲስ
ቆጳስ ፡ ቢኖር ፡ ይሻር ፡

፻፹

ሰባተኛ ፡ ጸክ ፡ ፲፮ ፡ ሲታ ፡ ጳጳሳት ፡ ወይም ፡
ጳጳስ ፡ ወይም ፡ ኤጲስቆጳስ ፡ ቢሆን ፡ ስለነርሱ ፡
ሕግ ፡ አንዲት ፡ ናትና ፡ ከተሾመና ፡ እኒህን ፡
መዓርጊት ፡ ከተቀበለ ፡ በኋላ ፡ እንዲት ፡ ዕለት ፡
ወይም ፡ አንዲት ፡ ሰዓትም ፡ ቢሆን ፡ ቤተ ፡ ክር
ስቲያንን ፡ ያላገለገለ ፡ ቀጥሎም ፡ የተሾመበትን
እገር ፡ ጥሎ ፡ የሸሸ ፡ ቢኖር ፡ እሺ ፡ ብሎ ፡ ወደ
ቦታው ፡ እስኪመለስ ፡ ድረስ ፡ የአገሩ ፡ ሰዎች ፡
ይማልዱት ፡ አልመለሰም ፡ ቢል ፡ ሊኖር ፡ ከሄ
ደበት ፡ አገርና ፡ ከምእመናን ፡ ጉባኤ ፡ ይለይ ፡
የአገሩ ፡ ሰዎች ፡ ክለመኑት ፡ በኋላ ፡ ባይመለስ ፡
በእነርሱ ፡ ዘንድ ፡ እንዲኖር ፡ ሰሙንም ፡ ሊጠ
ሩት ፡ ቢወዱ ፡ ምርጫ ፡ አላቸው ፡ ቢጠሉት ፡
ግን ፡ ሰሙን ፡ አይጥሩ ፡ እርሱ ፡ ስነርሱ ፡ እንደ
ጸላዩ ፡ እነርሱም ፡ ይጸልዩለት ፡ ዘንድ ፡ ይገባ
ልና ፡

፫፻፩ ሳምን ፡ ወታሰቦ ፡ ረሰጠብ ፡ ዘጎወኒቱ ፡ እመቦ ፡ ኤጲስቆጶስ ፡ እው ፡ ቀሲሰ ፡ እው ፡ ዲያቆን ፡ ዘተሠይመ ፡ ፪ተ ፡ ጊዜ ፡ ይትመተር ፡ ውእተኒ ፡ ወዘሜዎ ። እላ ፡ ስእመ ፡ እዖቀ ፡ ከመ ፡ ውእቱ ፡ ዘተሠይመ ፡ እምነበ ፡ ሐራ ፡ ጥቃ ። ረሰጠጅ ፡ ዘጅወፀቱ ፡ ወከማሁ ፡ ለእመ ፡ አውሰበ ፡ ፪ተ ፡ እንስተ ፡ እምቅድመ ፡ ሚመቱ ፡ ወተሠይመ ፡ ይትመተር ፡ ውእተሂ ፡ ወዘሜዎ ፡ እላ ፡ ባሕቱ ፡ ለእመ ፡ ኮን ፡ ውእቱ ፡ ዘእይይመር ፡ ግብሩ ፡ ይትመተር ፡ ውእቱ ፡ ባሕቱቱ ።

፫፻፪ ዓሥር ፡ ዘኒቅያ ፡ ጩወጽቱ ፡ እመቦ ፡ ኤጲስቆጶስ ፡ ዘኮን ፡ ተቀያሜ ፡ ፈድፋድ ፡ እው ፡ ዘያፈጥን ፡ ቍጥዓ ፡ እስከ ፡ ውእቱ ፡ የእሥር ፡ ወያወግዝ ፡ በነሉ ፡ ጊዜ ፡ ወእይነድግ ፡ ዘንተ ፡ ወዘያፈቅር ፡ ክብረ ፡ ወእይነድግ ፡ ቁመ ፡ ከመ ፡ ያፍጥን ፡ ግዘተ ፡ በነሉ ፡ ጊዜ ፡ ይደቅ ፡ እመዓርጊሁ ፡ ወከማሁ ፡ ነሉሙ ፡ እለ ፡ ይመሰልዎ ፡ ይኩን ፡ ውጉባን ።

፫፻፫ ድስቅ ፡ ዘ፫ቱ ፡ ወኤጲስቆጶስ ፡ ዘድልው ፡ ስፍትሕ ፡ እመ ፡ ፈትሐ ፡ በፀመዓ ፡ ላዕለ ፡ ሸዲሂ ፡ እስመ ፡ ፍትሕ ፡ ዘይወዕእ ፡ እምእፋሁ ፡ ላዕለ ፡ ነፍሱ ፡ ውእቱ ።

፫፻፬ ረሰጠብ ፡ ዘጅወፀቱ ፡ ወይኩን ፡ ሊቅ ፡ ዘይጌሥዎሙ ፡ ለሕዝብ ፡ ወየእስሮሙ ፡ በመስቀል ፡ አኮ ፡ በግዘት ፡ እይእሥር ፡ ወእይወግዝ ፡ ዘእንበለ ፡ ርትዕ ፡ ወለእመስ ፡ ውእቱ ፡ እሠረ ፡ ወእውገዘ ፡ ዘእንበለ ፡ ርትዕ ፡ እንዘ ፡ የጎሥሥ ፡ ከመ ፡ ያተክዞሙ ፡ ለሰብእ ፡ ወይፈቅድ ፡ ስሕተቶሙ ፡ ወተጋንጥቶሙ ፡ ሎቱ ፡ ይኩን ፡ ውእቱ ፡ እሠረ ፡ ወውጉዘ ፡ እምነበ ፡ እግዚአብሔር ። ወይቁሙ ፡ ላዕሌሁ ፡ ካህናቲሁ ፡ በጽድቅ ፡ ዘይደሉ ።

፫፻፭ ወለእመ ፡ ጸንቦ ፡ ላዕሌዎሙ ፡ ግብሩ ፡ ያጠይቁ ፡ ግብር ፡ ኅበ ፡ ጳጳሱ ፡ እው ፡ ኅበ ፡ ሊቀ ፡ ጳጳሳቲሁ ፡ ወይትንሥእ ፡ ላዕሌሁ ፡ በጽድቅ ፡ ወእይጎድግዎ ፡ ይትበደው ፡ ኅበ ፡ አባግቦ ፡ ክርስቶስ ፡ ዘተሳየሰሙ ፡ በደሙ ፡ ወእይስተቀጥዎሙ ፡ ወእይብጽሐሙ ፡ ኅበ ፡ ዕርፈት ፡ ላዕለ ፡ እግዚአብሔር ፡ ወከሂደ ፡ ሕጉ ፡ ቅድስት ። ወእይጎድግዎ ፡ ይንበር ፡ ላዕለ ፡ ፍትሕ ፡ ወእይእዝዝ ፡ በሚመቱ ፡ ወይኩን ፡ መሃይምን ፡ እንዘ ፡ ይትዌከፍ ፡ ግፍዖ ፡ በሠናይ ፡ ከመ ፡ ዘይደሉ ፡ ላዕሌሁ ።

፫፻፮ ስምንተኛና ፡ ዘጠኝኛ ፡ ረሰጠብ ፡ ግኒ ። ሁለት ፡ ጊዜ ፡ የተሾመ ፡ ኤጲስቆጶስ ፡ ወይም ፡ ቁስ ፡ ወይም ፡ ዲያቆን ፡ ቢኖር ፡ ይሻር ፡ ከሚውም ፡ ይሻር ። ከሐራ ፡ ጥቃ ፡ ዘንድ ፡ እንደ ፡ ተሾመ ፡ ቢያስረዳ ፡ ግን ፡ እይሻርም ። ረሰጠጅ ፡ ጅጅ ። እንደዚሁም ፡ ከሹመቱ ፡ በፊት ፡ ሁለት ፡ ሚስት ፡ እግብቶ ፡ የተሾመ ፡ ቢኖር ፡ እርሱም ፡ ከሚውም ፡ ይሻር ። ሥራው ፡ የታወቀ ፡ ቢሆን ፡ ግን ፡ እርሱ ፡ ብቻ ፡ ይሻር ።

፫፻፯ እሥረኛ ፡ ኒቅያ ፡ ጩወጽ ፡ ፈጽሞ ፡ ቁመኛ ፡ የሆነ ፡ ወይም ፡ በየጊዜው ፡ ሁሉን ፡ እስከ ፡ ማመርና ፡ እስከ ፡ ማውገዝ ፡ ድረስ ፡ ፈጥኖ ፡ የሚቆጣ ፡ ኤጲስቆጶስ ፡ ቢኖር ፡ ይህን ፡ ባይተው ፡ ከብርን ፡ የሚወድ ፡ ሁልጊዜ ፡ ፈጥኖ ፡ ስማውገዝ ፡ ቁሙን ፡ የማይረሳ ፡ ቢሆን ፡ ከሹመቱ ፡ ይሻር ። እርሱንም ፡ የሚመስሉት ፡ ሁሉ ፡ የተለዩ ፡ ይዘኑ ።

፫፻፰ ድስቅ ፡ ኀ ። ለፍርድ ፡ የተዘጋጀ ፡ ኤጲስቆጶስ ፡ በእንዱ ፡ ሳይ ፡ ስንኳ ፡ በሐስት ፡ በፈርድ ፡ በፈረደው ፡ ፍርድ ፡ በራሱ ፡ ሳይ ፡ ይፈረድበታል ።

፫፻፱ ረሰጠብ ፡ ጳጳሩ ፡ እለቃው ፡ ሕዝቡን ፡ የሚመክራቸው ፡ በውግዘት ፡ ያይደለ ፡ በመስቀል ፡ የሚያሥራቸው ፡ ይሁን ። በማይገባ ፡ እያውግዝ ። ስዎችን ፡ ሲያሳዝናቸውና ፡ ፈርተው ፡ እንዲገዙለት ፡ ፈልጎ ፡ በማይገባ ፡ ቢያሥር ፡ ቢያውገዝ ፡ እርሱ ፡ ከእግዚአብሔር ፡ ዘንድ ፡ የታሠረ ፡ የተወገዘ ፡ ይሁን ። ካህናትም ፡ በእውነት ፡ ይቋቋሙት ።

፫፻፳ ግብሩ ፡ ቢጸናባቸው ፡ ግብሩን ፡ ወይ ፡ ጳጳሱ ፡ ወይም ፡ ወደ ፡ ሊቀ ፡ ጳጳሳቲ ፡ እቅርበው ፡ ያስረዱ ። በእውነት ፡ ይነሙበት ። ክርስቶስ ፡ በደሙ ፡ የዋጃቸውን ፡ ምእመናንን ፡ ይበድሳቸው ፡ ዘንድ ፡ እይተውት ። እያስቁጣቸው ፡ እግዚአብሔርን ፡ ወይ ፡ መሳይብና ፡ ቅድስት ፡ ሕጉን ፡ ወይ ፡ መካድ ፡ እያደርሳቸው ። በሹመቱ ፡ ይኖር ፡ ዘንድ ፡ እይተውት ። በሹመትም ፡ እይዘዝ ። ለርሱ ፡ እንደሚገባው ፡ በደሉን ፡ ተቀብሎ ፡ በሚገባ ፡ መሃይምን ፡ ይሁን ።

አንቀጽ፡ ፮ ።

ሰለ፡ ኦጲስቆስታት ።

፫፻፹፯ ወይኩን፡ ውሉቱ፡ ዘይትኅሠም፡ እግዚአብሔር፡ በግፍዐ፡ ቢእሁ ። ወኢይኅድግም፡ ሰብእ፡ ፈታሕያን ከመ፡ ይትመሃዮ፡ ኅዘ፡ ሰሕተቱ ። ወሕዝብኒ፡ ይኩኑ፡ ተወካዮቻን፡ አበሳሁ፡ ለሠንዮቱ፡ በከመ፡ ግብር፡ ዘድልው፡ ሎቱ፡ ውሉቱ፡ ይኩን፡ አስተብቋዔ፡ ኅዘ፡ እግዚአብሔር፡ በእንተ፡ አበሳሁ ።

፫፻፹፰ በበደሉ፡ እግዚአብሔር፡ የሚመረምረው፡ ይሁን ። ወደ፡ በደሉ፡ ይመለስ፡ ዘንድ፡ ፈራጆች፡ ሰዎች፡ እይተውት ። ሕዝቡም፡ ለርቡ፡ እንደሚገባ፡ ለበን፡ ሥራ፡ በደሉን፡ ይቅር፡ የሚሉት ይሁኑ ። እርሱም፡ ሰለ፡ በደሉ፡ ወደ፡ እግዚአብሔር፡ የሚግልድ፡ ይሁን ።

፫፻፹፱ ዓሥር፡ ወጅዱ፡ ረስጠጅ፡ ዘፃወጃቱ፡ ረስጠብ፡ ፃወጃ፡ ረስጠብ፡ ዘጽወጃቱ፡ ዘጸወጃቱ፡ ኤጲስቆስ፡ አው፡ ቀሲስ፡ አው፡ ዲያቆን፡ ዘይትሀከይ፡ እምትምህርተ፡ ካህናቲሁ፡ ወሕዝቡ፡ ወተልእኮተ፡ እግዚአብሔር፡ ወፈሪሆቱ፡ ይትፈለጥ፡ ወእመ፡ አዝለፈ፡ ነበረ፡ በሀኬቱ፡ ይትመተር ።

፫፻፺፩ አሥራ፡ እንደኛ ። ረስጠጅ፡ ፃ፪ ። ረስጠብ፡ ፃ፩ ። ረስጠብ፡ ጽ፮ ። ጸ፮ ። እግዚአብሔርን፡ ከማገልገልና፡ ከመፍራት፡ ሕዝቡንና፡ ካህናቱንም፡ ከማስተማር፡ ቸል፡ የሚላ፡ ኤጲስቆስ፡ ወይም፡ ቁስ፡ ወይም፡ ዲያቆን፡ በሰንፍናው፡ ጸንቶ፡ ቢኖር፡ ይሻር ።

፫፻፺፪ ጅ፡ ፯፡ ወከመዝ፡ እግዚእነ፡ አቅደመ፡ ከመ፡ ይግበር፡ ወይምሀር፡ ሉቃስ፡ ይቤ፡ እስመ፡ ነሎሙ፡ ሐዋርያት፡ ኮኑ፡ ይፀመዱ፡ ነሎ፡ ዕለተ፡ ውስተ፡ ቤተ፡ መቅደስ፡ ወምክራብ፡ በእንተ፡ ትምህርት፡ ወበከመ፡ አዘዘ፡ ጳውሎስ፡ ለረድሉ፡ ከመ፡ ያዝልፍ፡ በእንተ፡ ትምህርት ።

፫፻፺፫ ጅ፡ ፯ ። እንደዚህም፡ ጌታችን፡ ሥራውን፡ አስቀድሞ፡ ሠርቶ፡ ማስተማር፡ ጀመረ ። (የሐዋቅ፡ ፩፡ ፩-፪) ። ሉቃስም፡ ሐዋርያት፡ ሁሉ፡ ለማስተማር፡ ሁልጊዜ፡ በምክራብና፡ በቤተ-መቅደስ፡ ያገለግሉ፡ ነበር፡ እለ ። (የሐዋቅ፡ ፲፫፡ ፩-፪) ። ጳውሎስም፡ ደቀመዝሙሩን፡ ዘወትር፡ ያስተምር፡ ዘንድ፡ እንዳዘዘው ። (ጀጢሞ፡ ፱፡ ፩-፪) ።

፫፻፺፬ ዓሥር፡ ወካልእ፡ ረስጠብ፡ ፃወጃቱ፡ ረስጠብ፡ ማ፡ እመቦ፡ ኤጲስቆስ፡ አው፡ ቀሲስ፡ ዘይትኅየሩሙ፡ ለካህናት፡ ወለነዳያን፡ ወኢይሁቦሙ፡ በዘይትከሀሎ፡ ይትፈለጥ፡ ወለእመ፡ አዝለፈ፡ በተኅይዮቱ፡ ይትመተር፡ ከመ፡ ቀታሌ፡ እኑሁ ።

፫፻፺፭ አሥራ፡ ሁለተኛ ። ረስጠብ፡ ፃ፱ ። ረስጠብ፡ ማ፡ ድሆችንና፡ ካህናትን፡ ቸል፡ የሚላቸው፡ የሚቻለውንም፡ የማይሰጣቸው፡ ኤጲስቆስ፡ ወይም፡ ቁስ፡ ቢኖር፡ ያለይ፡ ቸል፡ በማለት፡ ጸንቶ፡ ቢኖርም፡ ወንድሙን፡ ገዳይ፡ እንደመሆኑ፡ ይሻር ።

፫፻፺፮ ዓሥር፡ ወሣልስ፡ ረስጠብ፡ ጸወጃቱ፡ ረስጠጅ፡ ማወጃቱ፡ እመቦ፡ ኤጲስቆስ፡ አው፡ ቀሲስ፡ ዘኢይትዌከፎ፡ ለጎጥእ፡ ሶበ፡ ነስሐ፡ ይትመተር፡ እስመ፡ ውሉቱ፡ ተዐደወ፡ ዘይቤ፡ እግዚእነ፡ ኢየሱስ፡ ከርስቶስ፡ ይከውን፡ በሰማያት፡ ፍሥሐ፡ ብዙኅ፡ በእንተ፡ ፩ዱ፡ ጎጥእ፡ ዘይኔሰሕ ። ጅ፡ ፯፡ ወእግዚእነስ፡ ኢመጽአ፡ ከመዶጸው፡ ጸድቃን፡ አሳ፡ ጎጥአን፡ ለንስሐ ።

፫፻፺፯ አሥራ፡ ሦስተኛ ። ረስጠብ፡ ማ፫ ። ረስጠጅ፡ ማ፪ ። ንስሐ፡ በገባ፡ ጊዜ፡ ኃጢአተኛውን፡ የማይቀበል፡ ኤጲስቆስ፡ ወይም፡ ቁስ፡ ቢኖር፡ ይሻር፡ ንስሐ፡ ስለሚገባ፡ ሰለ፡ አንድ፡ ኃጢአተኛ፡ በሰማይ፡ ፍጹም፡ ደስታ፡ ይሆናል፡ (ሉቃ፡ ፲፭፡ ፯) ። ብሎ፡ ጌታችን፡ ኢየሱስ፡ ከርስቶስ፡ የተናገረውን፡ አፍርሷልና ። ጅ፡ ፯፡ ጌታችን፡ ግን፡ ጸድቃንን፡ ሊጠራ፡ አልመጣም፡ ጎጥአንን፡ ለንስሐ፡ ሊጠራ፡ መጣ፡ እንጂ ። (ማቴ፡ ፱፡ ፲፫) ።

፫፻፺፩ አሥር፡ ወራብዕ፡ ረስጠብ፡ ዘጳወጃዱ፡ እመቦ፡ ኤጲስቆስ፡ አው፡ ቀሲስ፡ አው፡ ዲያቆን፡ ዘኮነ፡ መዘለፈ፡ ስካር፡ ወእከይ፡ ሉንዲገ፡ ሠናዶት፡ ማወጃቱ፡ አው፡ ኅሠሠ፡ እምነ፡ ዘይፈ

፫፻፺፩ አሥራ፡ አራተኛ ። ረስጠብ፡ ማ፩ ። መልካምን፡ ለመተው፡ ስካርንና፡ ክፋትን፡ የሚያዘወት፡ ኤጲስቆስ፡ ወይም፡ ቁስ፡ ወይም፡ ዲያቆን፡ ቢኖር ። ማ፪ ። ወይም፡ ከአበደረው፡ ሰው፡

ድዮ ፡ ነሢሊ ፡ ርደ። ጴጥ ፡ ዘ፲ወጅቱ ፡ እው ፡
ኮነ ፡ ሰማዕተ ፡ ሐሰት ፡ ወመስተዋድዮ ፡ ለሰ
ብእ ፡ ዘጅወጁቱ ፡ እው ፡ ገብረ ፡ ትዕቢተ ፡ ላዕሰ ፡
ሰብእ ፡ ወይሬሊ ፡ ርእሶ ፡ ከመ ፡ ውእቱ ፡ ዐቢይ ፡
እምኔሆሙ ፡ ወይሬእዮሙ ፡ ስሕዝበ ፡ እግዚአብ
ሔር ፡ በዓይን ፡ ሕዕዕት ፡ ኢይከውን ፡ ሎቱ ፡
ዝክር ፡ ሠናይ ፡ በሕይወቱ ፡ ወኢም ሕረት ፡ እም
ኅበ ፡ እግዚአብሔር ፡ እምድኅረ ፡ ሞቱ ።

፫ ፻፪ ዘ፲ወጅቱ ፡ ኢይኩን ፡ ሊቀ ፡ ላዕሰ ፡ ክርስቲያን ፡
ወኢይአመንም ፡ በሥርዓታቲሃ ፡ አንበላ ፡ ዘየለ
ምር ፡ ሕገጋቲሃ ፡ ወቀናናቲሃ ፡ ወዘይገብር ፡
ቦሙ ፡ ወሰለመ ፡ ኮነ ፡ ተዓዳዌ ፡ ለዝንቱ ፡ ይው
ዐር ፡ እምነ ፡ ሢመቱ ፡ በግብር ።

፫ ፻፫ ዘኒቅያ ፡ ዘ፲ወጅቱ ፡ ይሰደድ ፡ ወይትከላእ ፡
ዘይሰክብ ፡ ብእሊተ ፡ እረማዊተ ፡ እው ፡ ዘማ
ዊተ ፡ ወኢይሳተፎን ፡ ከመ ፡ ኢይሕዕዕ ፡ ሃይ
ማናተ ፡ ምእመናን ፡ ወካህናት ፡ ወዓዲ ፡ ይር
ጎቅ ፡ እምተደምሮ ፡ እዕርክታት ፡ ዘተሐበዩ ፡
ውሉዶን ፡ በክርስትና ፡ እስመ ፡ ዲያብሎስ ፡
መስተቃርን ፡ ይትቃተሎሙ ፡ ለክርስቲያን ፡
ወፈድፋደሰ ፡ ለሥዮማኒሆሙ ፡ በእንተ ፡ ምሂሮ
ቶሙ ፡ ወቀሪቦቶሙ ፡ ገበ ፡ እግዚአብሔር ፡
ወዮኅሥሥ ፡ አርጎቆቶሙ ፡ እምኔሁ ፡ ወእምነ ፡
መዓርገ ፡ ከህነቶሙ ።

፫ ፻፬ ዓሥር ፡ ወኃምስ ፡ ረስጣ ፡ ጧወጅቱ ፡ ረስጠጅ ፡
ጅወጅቱ ፡ እመቦ ፡ ዘሥጌመ ፡ ካህን ፡ በእፍአ ፡
እምስብከተ ፡ መንበሩ ፡ እንበላ ፡ ምክረ ፡ በዓለ ፡
መንበሩ ፡ ይትመተር ።

፫ ፻፭ ጸክ ፡ ፲ወጅቱ ፡ ወሰለመ ፡ በጽሐ ፡ ኅበ ፡ ሀገር ፡
ካልእ ፡ እንዘ ፡ የኅልፍ ፡ እው ፡ እንዘ ፡ ይፈቅድ ፡
ከመ ፡ ይኩን ፡ በሀዩ ፡ ቅሲሰ ፡ እው ፡ ዲያቆን ፡
ኢይደሉ ፡ ለእመ ፡ ኢኮነ ፡ ምስሌሁ ፡ ኤጲስ
ቆጶስ ፡ ዘመጽእ ፡ ወእመ ፡ እኮ ፡ አመ ፡ ኢጸሐፋ
ሎቱ ፡ ጳጳስ ፡ ወኤጲስቆጶስ ፡ ዘሀገሩ ፡ ወሶበ ፡
ገብረ ፡ ዘንተ ፡ በምክረ ፡ ነፍሱ ፡ ይጸራዕ ፡ በህነ
ቶሙ ፡ ለእስ ፡ ሜሞሙ ፡ ወውእቱሂ ፡ ይትመ
ተር ፡ እመዓርጊሁ ።

፫ ፻፮ ዓሥር ፡ ወሳድስ ፡ በስ ፡ ጧወጅቱ ፡ ወሰለመ ፡
ሰደዶ ፡ ኤጲስቆጶስ ፡ ለጅዱ ፡ ካህን ፡ ወአብእ ፡
ኅቢሁ ፡ ካልእ ፡ ኤጲስቆጶስ ፡ አንዘ ፡ የእምር ፡
ግብሮ ፡ ይትመተር ፡ ኤጲስቆጶስ ፡ ወሰለመ ፡
አውዕለዎ ፡ ካህናት ፡ ለኤጲስቆጶስ ፡ ዘርቲዕ ፡
ግብሩ ፡ ወሜሙ ፡ ካልእ ፡ ሀዩንቴሁ ፡ ይትመ

እራጣ ፡ የሚቀበል ፡ ጴጥ ፡ ፲፮ ፡ ወይም ፡ በሐ
ሰት ፡ ቢመሰክር ፡ ሰውንም ፡ ቢያጣላ ፡ ጴጥ ፡
፳፱ ፡ ወይም ፡ በሰዎቹ ፡ ላይ ፡ ቢታቦይ ፡ ክነ
ርሱ ፡ ራሱን ፡ ታላቅ ፡ ቢያደርግ ፡ የእግዚአብ
ሔርንም ፡ ሕዝብ ፡ እቁልቀሎ ፡ ቢያያቸው ፡
በሕይወተ ፡ ሥጋው ፡ ላለ ፡ መልካም ፡ ስም ፡
እይሆንለትም ፡ ከሞተም ፡ በኋላ ፡ በእግዚአ
ብሔር ፡ ዘንድ ፡ ይቅርታ ፡ እይደረግለትም ።

፫ ፻፯ ፲፯ ፡ ጴጥ ፡ በቤተ ፡ ክርስቲያን ፡ ላይ ፡ አስተዳ
ዳሪ ፡ እይሁን ፡ በሥርዓትዎም ፡ እይመኑት ፡
ሕግዎንና ፡ ሥርዓትዎን ፡ የሚያውቅ ፡ የሚ
ሠራቸውም ፡ ካልሆነ ፡ በቀር ፡ ይህን ፡ የተደፋ
ፈረ ፡ ቢሆንም ፡ በግድ ፡ ከሹመቱ ፡ ይሻር ።

፫ ፻፰ ኒቅያ ፡ ፲፱ ፡ አረማዊቱን ፡ ወይም ፡ ዘማዊቱን ፡
ሴት ፡ የተኛ ፡ ይሰይ ፡ ይከልከል ፡ የክርስቲያን ፡
ሃይማኖትና ፡ የካህናት ፡ መዓርግ ፡ እንዳይነቀፍ
እይገናኛቸው ፡ ዳግመኛም ፡ በክርስትና ፡ ልጃ
ቸውን ፡ ካነሣላቸው ፡ ሴቶች ፡ ከመገናኘት ፡
ይራቅ ፡ በላጋራ ፡ ዲያብሎስ ፡ ክርስቲያኖችን ፡
ይዋጋቸዋልና ፡ ይልቁንም ፡ ስለማስተማራቸው
ና ፡ ወደ ፡ እግዚአብሔር ፡ ስለመቅረባቸው ፡
ሹማምንቱን ፡ ይዋጋቸዋልና ፡ ከእርሱና ፡ ከከ
ህነታቸው ፡ ማዕርግ ፡ ሊያርቃቸውም ፡ ይፈል
ጋል ።

፫ ፻፱ አሥራ ፡ አምስተኛ ፡ ረስጣ ፡ ጧወጅቱ ፡ ረስጠጅ ፡
ጅ፱ ፡ ባለ ፡ ሀገረ ፡ ሰብከቱ ፡ ሳይፈቅድሰት ፡
ከሀገረ ፡ ሰብከቱ ፡ ውጪ ፡ ካህንን ፡ የሶመ ፡
ቢኖር ፡ ይሻር ።

፫ ፻፳ ጸክ ፡ ፲፪ ፡ አልፎ ፡ ሲሄድ ፡ ወይም ፡ በዚያው ፡
ቁስ ፡ ዲያቆን ፡ ሊሆን ፡ ፈልጎ ፡ ወደሌላ ፡ እገር ፡
ቢደርስ ፡ ኤጲስቆጶስ ፡ አብሮት ፡ የመጣ ፡ ይህ
ም ፡ ባይሆን ፡ የእገሩ ፡ ጳጳስና ፡ ኤጲስቆጶስ ፡
የጸፋለት ፡ ካልሆነ ፡ ሊሾም ፡ አይገባም ፡ በራሱ ፡
ፈቃድ ፡ ይህን ፡ ቢያደርግ ፡ የሾማቸው ፡ ሰዎች ፡
ከህነታቸው ፡ ይቅር ፡ እርሱም ፡ ከከህነቱ ፡
ይሻር ።

፫ ፻፺ አሥራ ፡ ስድስተኛ ፡ በስ ፡ ጧወጅቱ ፡ ኤጲስቆጶስ ፡
እንዱን ፡ ካህን ፡ ቢለዩው ፡ ሥራውንም ፡ እያ
ወቀ ፡ ሌላው ፡ ኤጲስቆጶስ ፡ ቢቀበሰው ፡ ኤጲስ
ቆጶስ ፡ ይሻር ፡ ካህናቱ ፡ ሥራው ፡ የቀናውን ፡
ኤጲስቆጶስ ፡ ቢለዩት ፡ በርሱም ፡ ፈንታ ፡ ሌላ ፡

፪፻፬ ጽወጅቱ : ዘዕንቄራ : ኀወጂቱ : ወኸሉ : ዘተሠ ይመ : ኤጲስቆስታት : በሀገሩ : ወእተወክፍም : ሰብእ : ዚእሃ : አው : ዘይበዝኑት : ጉባኤ : ወኮነ : በኸሉ : ግብሩ : ተጋእዞ : ወለአመ : ፈቀዱ : ክመ : ይሑሩ : ኅበ : ካልእ : መንበር : ወይትበእስዎ : ለዘተሠይመ : ዲቤሃ : ቅድመ : ለይትሌለይ = ወለአመ : ተትሕተ : ወአፍቀረ : ከመ : ይኩን : ቀሲስ : ዘኮነ : ባቲ : ቅድመ : ይኩን : ኤጲስቆስታት : ይኮነ : ወይትዓወቅ : ሎቱ : ክብረ : ኤጲስቆስታት : ዘኮነ : ባቲ : ወይትበይ : በውስተ : መንበር : ባሕቲቱ = ወለ እመ : አስተናሥእ : ጋእዘ : ላዕሰ : ውእቱ : ኤጲስቆስታት : ዘውስተ : ውእቱ : ብሔር : ወላ ዕለ : ዘሣጥ : ይሠዐር : ካዕበ : እምሣመተ : ቅስና : ወለአመስ : ውእቱ : አስተሐመመ : ላዕለ : ዛቲ : ኤጲስቆስታት : እንተ : ኮነ : በይ እቲ : ሀገር : እምድሃረ : ሠነየ : ይኩን : ወይላ ድግ : መግርገ : ቅስናሁ : ካዕበ =

፪፻፭ ጽወጅቱ : ረስጠጅ : ጽወጅቱ : ሰበ : አስተዋይይም : ምእመናን : ንጹሐን : ይደሉ : ከመ : ይጸውሰዎ : ኤጲስቆስታት : ወሰበ መጽእ : ወተአመነ : በአበሳሁ : ይገሥዕም : ላዕለ : ዘገብረ : ወይኩንንም : ወለአመ : አበየ : መጻእ : ይፈንወ : ኅቤሁ : ላእከ : እምኤጲስ ቆስታት : ምዕረ : ወካዕበ : ወለአመ : አበየ : መጻእ : ይፈንወ : ላእከ : ሣልሳየ : ወለአመ : ኢመጽእ : የአዝዙ : ኅቤሁ : ጉባኤ : መቲዮቶ : ከመ : ኢየሐሊ : ኢመጻእቱ : ኅበ : ጉባኤ : ሠናየ : ይከውና =

፪፻፮ ጽወጅቱ : ኒቅያ : ወለአመ : ነገዱ : ኤጲስቆስ ታት : እመናብርቲዮሙ : ኢያንጉ : ተመይጠ : እምጁቱ : አውራሳ : ወለአመ : አፈድፋዱ : እም ዝንቱ : አንበሰ : ዓጸባ : ወእንበሰ : ትአዛዘ : ሊቀ : ጳጳሳት : አው : አብዘሱ : በዓለ : ትን ሣኤ : በውስተ : ካልእ : እንበለ : መናብርቲ ዮሙ : ይሰደዱ : እምሣመተ : ክዘነት =

፪፻፯ ጽወጅቱ : ረስጠጅ : ኀወጅቱ : አመዞ : ኤጲስ ቆስታት : ዘተወክፎ : ሰካዘን : ዘፈለስ : እምቤተ : ክርስቲያን : ዘዚአሁ : በአምሳሰ : ፩ዱ : አምነ : ካሠናት : ወእምዝ : ሰበ : ኅሥሥ : ኤጲስቆስታት : ዘዚአሁ : ወእተሠይመ : ይሰደድ =

፪፻፰ ረስጠጅ : ጽወጅቱ : ወዘወዘበ : ንዋየ : ለኤ

፪፻፱ ጽወጅቱ : ዕንቄራ : ኀጂ = በአገሩ : ኤጲስቆስታት : ትን : የተቀበለ : ሁሉ : የአገሩም : ሰዎች : ወይም : የዘዙት : ጉባኤ : ባይቀበሉት : በሥራ ውም : ሁሉ : ጠብ ክርክር : በሆነ : ወይ : ሌላ : ሀገረ : ስብከት : ለሃድ : ቢወድ : በእር ስዎ : ላይ : አስቀድሞ : የተሾመውን : ቢጣ ሉት : ይሰይ = ቢዋረድ : ኤጲስቆስታት : ሳይ ሾም : በነበረበትም : መግርግ : ቄስ : ሊዮን : ቢወድ : ተሾሞላት : የነበረችው : የኤጲስቆ ጳስታት : መግርግ : ይተወቅላት = በወንበር : ብቻ : ከፍ : ይበል = በዚያ : አገር : ውስጥ : ባለው : ኤጲስቆስታት : በሾመውም : ላይ : ጠብ : ክርክር : ቢያነሣ : ዳግመኛ : ክቅስናው : መግርግ : ይሻር = በዚያች : አገር : ተሾሞ : ለነ በረባት : ኤጲስቆስታት : ቢያስብ : ግብሩ : ከአማረ : የቅስናውን : መግርግ : ትቶ : ዳግ መኛ : ኤጲስቆስታት : ይሁን =

፪፻፳ ጽወጅቱ : ረስጠጅ : ጽወጅቱ : ኤጲስቆስታት : ንጹ ሐን : ምእመናን : ቢከሱት : ኤጲስቆስታት : ሊጠሩት : ይገባል = መጥቶ : በይሉን : በያ ምን : በወራው : ሥራ : ይቅጠት : ይፍረዱበ ትም = አልመጣም : ቢል : ከኤጲስቆስታት : ወገን : መልእክተኛ : አንድ : ጊዜ : ሁለት : ጊዜ : ይላኩበት = አሁንም : አልመጣም : ቢል : ሦስተኛ : ጊዜ : ይላኩበት = ባይመጣም : የተሰበሰቡት : ሽረንሃል : ብለው : ይዘዙ = ወደ : ጉባኤው : አለመሄድ : መልካም : ዮን ልኝ : ብሎ : እንዳያስብ =

፪፻፳፩ ጽወጅቱ : ኒቅያ : ኤጲስቆስታት : ከሀገረ : ስብከ ታቸው : ወይሌላ : አገር : ቢሄዱ : ከስድስት : ወር : የበለጠ : አይነሩ = ችግር : ሳይገጥማ ቸው : ሊቀ : ጳጳሳትም : ሳይፈቅድላቸው : ከዚህ : የበለጠ : ቢኖሩ : ወይም : ሀገረ : ስብከ ታቸውን : ትተው : በሌላ : አገር : በዓለ : ትን ሣኤን : ቢያከብሩ : ከሾመታቸው : ይሻሩ =

፪፻፳፪ ጽወጅቱ : ረስጠጅ : ኀጂ = የሚያገለግለውን : ቤተ ክርስቲያን : ትቶ : የመጣውን : ካዘን : ከካዘ ናት : ወገን : በአንድ : አምሳል : የተቀበለው : ኤጲስቆስታት : ቢኖር : ከዚህም : በኋላ : የአገሩ : ኤጲስቆስታት : ቢፈልገውና : ባይመለስ : ይለይ =

፪፻፳፫ ረስጠጅ : ጽወጅቱ : ንዝብ : ሰጥቶ : የተሾመ :

አንቀጽ : ፮ ።

ጲስቆጶስና : ወሚመቲሂ : ትኩን : ከመ : ወኢ
ምንት : ወወሃቢሃ : ይትኩንን ። ወዝንቲኒ :
ውፀእ : እምዘነበረ : ውሱክ : በእንቀጽ : ካሀ
ናት : ወበዘተርፈ : አንቀጽ ።

ሰለ : ቀሳውስት ።

ኤጲስቆጶስ : ሹመቲ : እምንት : (የተናቀች) :
ትሁን ። ሺሚዋም : ይቀጣ : ይኸውም : በካህ
ናት : እንቀጽ : ተጨምሮ : ከተነገረውና :
በቀረውም : አንቀጽ : ከሚገኘው : የተውጣጣ :
ነው ። (ፍ : ነ : ፪፻፳፭ : ፫፻፲፮) ።

አንቀጽ : ሳድስ ።

በእንተ : ቀሳውስት ።

፪፻፱ ወዘይደሉ : ውስቲቱ : ይትክፈል : ነበ : ፮ቲ :
አከፋል : ዘትእዛዛት : ርቲዓት : ወሚመታት :
ወመዓርጋት : ወሕገጋት : ወምክንያተ : መቲር
ወዘኢይክልእ : እምነ : ተልእኮ ።

፪፻፲ ቀዳሚ : በእንተ : ትእዛዛት : ርቲዓት : ይቤሎ :
ጳውሎስ : ሐዋርያ : ለተቶ : ረድኡ : ዘፀወጃዱ :
እእምር : ዘዘገደጉክ : ከመ : ታስተራትዕ :
ግብረ : ዘተርፈ : ወትሚም : ቀሳውስተ : በበ
ህገኑ : በከመ አዘገዡክ : ዘእልቦቲ ነውር :
ላዕሌሁ : ወዘእሐተ : ብእሲተ እውሰበ : ወዘ
ሎቲ : ውሉድ : ምእመናን : ዘኢያስተዋድይ
ምሙ : በምርዓት : እስ : ኢኮኑ : ዝሉፋን :
ወእስ : ይትኡዘዙ ። እስመ : ቀሲስስ : ርቲዕ :
ከመ : ይኩን : ዘእልቦቲ : ሐሚት : አምሳለ :
መጋቤ : እግዚአብሔር : ወኢይኩን : ዘየሐ
ውር : በምክረ : ነፍሱ : ወኢተቀያሚ : ወኢ
ዘያበዝጎ : ሰትየ : ወይን : ወኢይኩን : ዘያፈ
ጥን : እዴሁ : ስዘቢጥ : ወኢይኩን : መፍቀሬ :
ረባጎ : ርኩስ ። አላ : ይኩን : መፍቀሬ : እን
ግዳ : ወመፍቀሬ : ሠናያት : ንጹሐ : ወጸድቀ :
ውኔረ : ወአጋዜ : ነፍሱ : እምነ : ፍትወታት :
ወተራዳኤ : ለትምህርተ : ነገረ : ሃይማኖት :
ወዘይክል : ናዘዙተ : በትምህርተ : ጽድቅ : ወይ
ዛስፎሙ : ለእለ : ይትከሐዱ : ወይትሚየኑ ።

አንቀጽ : ፮ ።

ሰለ : ቀሳውስት ።

፪፻፱ በዘህ : ውስጥ : ሊያደርጉት : የሚገባው : ነገር :
ከስድስት : ይከፈላል ። እነርሱም : የቀኑ : ትእ
ዛዛት : ሹመታት : መዓርጋት : ሕገጋት : የመ
ሻር : ምክንያትና : ከአገልግሎት : የማይክለ
ክል : ምክንያት : ናቸው ።

፪፻፲ መጀመሪያው : ሰለ : ቀኑት : ትእዘዛት : ይናገ
ራል ። ሐዋርያው : ጳውሎስ : ለይቀ : መዝሙሩ
ለቲቶ : እንዲህ : አለው ። ፲፩ ። ከእኔ : የቀረ
ውን : ሥራ : ታከናውን : ዘንድ : እንደ : ተው
ሁሀ : እወቅ : ነውር : የሌለባቸውን : ቀሳው
ስት : በያገሩ : ትሾም : ዘንድ : አንዲት :
ሴት : ያገባውን : በመዳራት : የማይከሰቻ
ውና : የተነቀፉ : ያይደሉ : ታዛዦች : የሆኑ :
ደጋግ : ልጆች : ያሉትን : ትሾም : ዘንድ ።
ቁስ : የእግዚአብሔር : ሹም : እንደ : መሆኑ :
ነውር : የሌለበት : ይሆን : ዘንድ : ያገባዋ
ልና ። በራሱ : ፈቃድ : የሚኖር : አይሁን ።
ቁመኛ : አብዝቶ : የሚጠጣ : ለመማታት :
እጁን : የሚያራጥን : እይሁን ። ያልታዘዘ :
ትርፍን : የሚወድ : እይሁን ። እንግዳ : መቀ
በልን : የሚወድ : በጎ : ሥራን : የሚወድ :
ንጹሐ : ጸድቅ : ቸር : የሆነ : ከፍትወታት :
ስውነቱን : ወስኖ : ገቶ : የያዘ : የሃይማኖት :
ትምህርት : ነገርን : በማስተማር : የሚረዳ :
የእውነት : ትምህርትን : በማስተማር : ማረጋ
ጋት : የሚችል ። የሚክዱትንና : የሚተናኩሉ
ትን : የሚከራከራቸው : ይሁን : እንጂ ። (ቲቶ :
፩ : ፭-፲፩) ።

፪፻፲፩ ቀጠጅ : ፲ወ፩ : አይሁዋም : ቀሲስ : በእንበለ :
በ፱ : ዓመት : እመኒ : ኮነ : ድልወ : አላ : ይት
ሀገሥ : እስከ : ፍጻሜ : ዝንቲ : መዋዕል ።
እስመ : እግዚአንሄ : ኢየሱስ : ክርስቶስ :

፪፻፲፩ ቀጠጅ : ፲፩ ። ቁስ : በሰላላ : ዓመቲ : ካልዮን :
በቀር : እይሾም ። ምንም : የበቃ : ቢሆን : ይዘ :
ዘመን : እስኪሞላው : ድረስ : ይቆይ : እንጂ ።
ጌታችን : ኢየሱስ : ክርስቶስ : በ፱ : ዘመኑ :

ተጠምቀ : በሳ። : ዓመት : ወእምዝ : እንዘ : ይምህር =

፪፻፲፪ በሰ : ቸውጃቱ : ወኢይኩን : ፩ዱሂ : ቀሲስ : ዘኢየሱምር : ነገር : መጸሕፍት : አምላካውያት : ሠናያት : ወፈድፋድሰ : አርባዕተ : ወንጌላተ ። ዘጃውጃቱ ወኢይኩን ፩ዱሂ : ቀሲስ ዘኢተን እደ : በስምፀ : ሐምስቱ : እደው ።

፪፻፲፫ ዳግም : ከፍል : በእንተ : ሢመቱ ። ረስጣ : ጳውጃቱ : ሃውጃቱ : ወለእመ : ፈቀደ : ኤጲስቆጶስ : ከመ : ደሢም : ቀሲስ : ያንብር : እደሁ : ላዕለ : ርእሱ : ወቀሳውስትኒ : ነሱሎ : ደግ ሥሥዎ : ተዋሞሙ : ወደጸልዩ : ሳዕሌሁ : በእምሳለ : ዘብሀልን : በእንተ : ኤጲስቆጶስ ። በሰ : ስቱ : ወእይሠየም : ቀሲስ : ወዲያቆን : ዘእን በለ : በምክር : ኤጲስቆጶስ : ዘውእቶሙ : ታሕተ : ሥልጣኑ ። ረስጣጅ : ጀቱ : ወደሢም : ኤጲስቆጶስ : ባሕቲቱ : እስመ : ሣልሳይ : መዓርጊሁ :

፪፻፲፬ ሣልስ : ከፍል : በእንተ : ሥርዓት : ድስቅ : ፩ዱ : እስመ : ቀሲስ : በእምሳለ : መምህር ። ዘጅቱ : ወይኩን : ቀሳውስት : በገቤክሙ : መምህራን : ለእእምሮተ : እግዚአብሔር : ወተወክፉ : እምአሆሙ : ነገር : ሃይማኖት : ርትዕት : ወትምህርተ : ጥይቅተ : እምዘመዘርና ክሙ : እመንገሌን ። ወከመዝ : እዘዘን : እግዚእን : ሶበ : ፈቀደ : ይፈንወን : እንዘ : ይብል : “ሐሩ : ወመሀሩ : ነሱሎ : እሕዛበ : ወእጥም ቅምሙ : በስመ : እብ : ወወልድ : ወመንፈስ : ቅዱስ : ወመሀርዎሙ : ይዕቀቡ : ነሱሎ : ዘእዘዘኩክሙ” ።

፪፻፲፭ ዘጃውጃቱ : ወለቀሲስ : ሎቱ : ፩ዱ : ሥልጣን : ለባሕቲቱ ። ወውእቱ : ከመ : ይምህር : ወያጥምቅ : ወይቀድስ : ወይባርክ : ሕዝበ ። ዘጅቱ : ወየሀሉ : ምስለ : ኤጲስቆጶስ : ውስተ : መንበር : ፍትሕ ። ረስጣ : ሃውጃቱ : ወይባርክ : ወኢይትባረክ : እምዘውእቱ : ይንእስ : ወይትመጠው : እውሎግያ : እምኤጲስቆጶስ : ወእምሱታፊሁ : ቀሲስ : ወያንብር : እደሁ : ላዕለ : አርእስተ : ሕዝብ ። ወእይሢም : ሸደሂ : ወእይምትሮ : ወእያውፅእ : ለዘውስቱቱ : ሕጻጽ ። ቃል : ዘውስተ : መጽሐፈ : ቀኖናተ : ሐዋርያት ። ወያውፅእ : ስዘውእቱ : ሕጻጽ : ለእመ : ኮን : ዘቦ : ዘይደልዎ : ሥቃይ ።

ተጠምቆ : ከዚያ : በኋላ : ማስተማርን : ጅምሮአልና ።

፪፻፲፪ በሰ : ቸ፬ ። መልካም : የሆኑትን : የእምላክን : መጸሕፍት : ነገር : ይልቁንም : አራተን : ወንጌል : ያላወቀ : እንዲ : ስንኳ : ቁስ : እይሁን : ጃ፯ : በሰ ። እምስት : ስዎች : ያልመሰከሩለት : እንዲ : ስንኳ : ቁስ : እይሁን ።

፪፻፲፫ ሁለተኛው : ከፍል : ስስ : ሹመቱ : ይናገራል ። ረስጣ : ጳጂ : ሃ፬ ። ኤጲስቆጶስ : ቁስን : ይሾም : ዘንድ : ቢወድ : በእንብሮተ : እድ : ይሹመው ። ቀሳውስትም : ሁሉ : ቁመው : ይዳሱት ። ስለ : ኤጲስቆጶስ : በተናገርንውም : እምሳል : ይጸልዩለት ። (ፍት : ነገ : ጅ : ፻፲) ። በሰ : ፲ = ያለ : ኤጲስቆጶስ : ፈቃድ : ቁስም : ዲያቆንም : እይሾም ። እነርሱም : ከሥልጣኑ : በታች : ናቸው ። ረስጣጅ : ሄ : ኤጲስቆጶስ : መዓርገ : ሦስተኛ : ነውና : ብቻውን : ይሹም ።

፪፻፲፬ ሦስተኛው : ከፍል : ስለ : ሥርዓት : ይናገራል ። ድስቅ : ፩ ። ቁስ : እኮ : የመምህር : እምሳል : ነው ። ፯ : ድስቅ ። እግዚአብሔርን : ለማሳወቅ : ቀሳውስት : በናንተ : ዘንድ : መምህራን : ይሁኑ ። የቀናች : የሃይማኖትን : ነገር : ከእነርሱ : ተቀበሉ ። ካስተማርናችሁም : ወገን : የተረዳች : ትምህርትንም : ተቀበሉ ። ጌታችን : ሊልከን : በወይደ : ጊዜ : ሃዳችሁ : እሕዛብን : ሁሉ : እስተምሩ : በእብና : በወልድ : በመንፈስ : ቅዱስም : ስም : እጥምጃቸው : ያዘዘኋችሁን : ሁሉ : ይጠብቁ : ዘንድ : እስተምሩዎቸው : ብሎ : እንደዚሁ : እዘዘን ። (ማቴ : ፳፰ : ፲፱ - ፳) ።

፪፻፲፭ ጃ፬ : ድስቅ ። ለቁስ : እንድ : ሥልጣን : ብቻ : እለው ። ይሸውም : ያስተምር : ዘንድ : ያጠምቅ : ዘንድ : ይቀድስ : ዘንድ : ይባርክ : ዘንድ : ነው ። ፳ : ድስቅ ። በፍርድም : ወንበር : ከኤጲስቆጶስ : ጋር : ይቀመጥ ። ረስጣ : ሃ፯ ። ይባርክ እንጂ : ከእርሱ : ከሚያንሰው : እይባረክ ። ሥጋውንና : ደሙን : ከኤጲስቆጶስ : ይቀበል ። ከንደኛውም : ከቁሱ : ይቀበል ። በሕዝብ : ራስ ሳይ : እጁን : ያስቀምጥ ። እንዲን : ስንኳ : እይሹም : እይሻረውም ። ጉድለት : የተገኘበትንም : አያውጣው ። በሐዋርያት : የሕግ : መጽሐፍ : ውስጥ : ያለ : ቃል : ለመሻር : የሚያበቃ : ነውር : ከተገኘበት : ማን : ያስጠጣው ።

፪፻፲፮ ራብዕ : ክፍል : በእንተ : ትእዛዝ : ዘይኤዝዝዎ : ሎቲ : ይቤ : ጴጥሮስ : ዘውስተ : መልእክቲ : ቀዳማዊ : ወለቀሲሳን : ዘኅቢክሙ : አስተበ ቀሦሙ : አን : ቀሲስ : ካልአሙ : እንዘ : አብል ረቦዩ : መርዔት : ለእግዚአብሔር : ዘሀለዉ : ኅቤክሙ = ወሐውጽዎሙ : በሕዋጺ : እግዚ አብሔራዊት : አት : በኮርህ : ዳአሙ : በፈ ቃድ : ወእብመንፈስ : እኩይ : አላ : በልብ : ሰላማዊ : ወአኮ : ከመ : አጋእዝት : ዘያፈርሁ : አላ : ኩኑ : ዘአምሳለ : መርዓት : ለኖላዊ : ከመ : አመ : አስተርአየ : ሊቀ : ኖሎት : ትን ሥኡ : እምኔሁ : አክሊለ : ስብሐት : ዘእይጸ መሂ =

፪፻፲፯ ረስጠብ : ፲ወቲቲ : ወይይልዎሙ : ለቀሳውስት : ከመ : ይኩኑ : ዘአምሳለ : ሊቃናት : ዘናሁ : ኅለፉ : እምወሰነ : አሐቲ : ብእሲት : ከመ : ይሳተፉ : ምሥጢራተ : ምስሰ : ኤጲስቆጶስ : ወይትራድእዎ : ውስተ : ኮሎ : በምንትኒ : ወይትጋብኡ : በፍቅር : ኅበ : ኖላዊሆሙ =

፪፻፲፰ ይቤ : መተርጉም : ሊተሰ : ይመስለኒ : ከመ : ልሂቃን : ዘይቤ : ጸወፀቲ : ቀሳውስት : መላእ ክት : መንፈሳውያን = ወቀሳውስትኒ : አለ : ውስተ : የማን : ያስተሐምሙ : ሰረድኤት : በውስተ : ምሥዋዕ = ከመ : ያክብርዎ : ለዘይ ያልዎ : ክብር : ወይመንንዎ : ለዘይያልዎ : ምናኔ = ወቀሳውስትሰ : አለ : ውስተ : ፀጋም : ያስተሐምሙ : በእንተ : ጉባኤ : ከመ : ይኩኑ : ህዱአነ : ወእያደንግፀ : ግሙዓነ : በኮሎ : ተግ ሣዕ : ወይትአዘዙ : በኮሎ : ተአዝዞ =

፪፻፲፱ ዶቅ : ዘኅወኒቲ : ወእይያሎ : ለቀሳውስት : ከመ : ይሐፍ : ቅድመ : ኤጲስቆጶስ : በዓውደ : ምሥዋዕ : ወእያባኡ : ኅበ : ምሥዋዕ : ቅድ ሜሁ : ወእያንበሩ : ዓውደ : መንበር : ዘእ ንበሰ : እንዘ : ሀሎ : ኤጲስቆጶስ : ማእከሊሆሙ አላ : ይባኡ : በድጎራሁ : ለኤጲስቆጶስ : ወእ ያንበሩ : ዓውደ : ዘእንበለ : ዘኢኮኑ : ድዉያነ : አው : ዘነገዱ : ወይኩን : ዝንቲ : ትእዛዝ : ሎሙ =

፪፻፳ መጅ : ዘኒቲ : ወእይሐር : ቀሲስ : ኅበ : ምሳሕ : ውስተ : ክብካዘ : ዘአውስበ : ፪ተ : አንት : አስመ : ዘይንብር : ምስሰ : ክልኤቲ :

፪፻፲፮ አራተኛው : ክፍል : ሰለ : ትእዛዝ : የሚያዙ ትን : ይናገራል = ጴጥሮስ : በመጀመሪያው : መልእክቲ : እንዲህ : አለ = በእናንተ : ዘንድ : ያሉትን : የእግዚአብሔር : ወገን : ምእመናንን : ጠብቁ : ብዩ : ወንድማቸው : እኔ : ቄሱ : እማ ልዳቸዋለሁ = እግዚአብሔር : ባዘዘው : መገብ ፕትም : ገብጁቸው = በፈቃድ : ነው : እንጂ : በግድ : አይደለም = ፍቅር : በሌለውም : ልቡና አይደለም = ፍቅርን : በያዘ : ልቡና : ነው : እንጂ : እንደሚያስፈራሩ : ጌቶች : አይደለም = ለጠባቂያቸው : እንደሚገዙ : መንጋዎች : ሁኑ : እንጂ = የበጎች : (የምእመናን) : አለቃ : በተገ ሰጠ : ጊዜ : የማይጠወልግ : የምስጋና : አክሊ ልን : ትቀዳጁ : ዘንድ = (፩ጴጥ : ፮ : ፱) =

፪፻፲፯ ረስጠብ : ፲፫ = ቀሳውስት : በእንዲት : ሌት : ተወስነው : ባለፉ : በሊቃናት : አምሳል : መሆን : ይገባቸዋል = ሥጋውንና : ደሙን : ከኤጲስቆጶሱ : ይቀበሉ : ዘንድ = በማናቸውም ሁሉ : ይረዱት : ዘንድ = በፍቅር : ወደ : ጠባቂ ያቸው : ይሰበስቡ : ዘንድ =

፪፻፲፰ ተርጓሚው : እንዲህ : አለ = እኔ : ግን : ሊቃ ናት : ያላቸው : ጸፀቱን : ካህናተ : ስማይ : ይመ ስለኛል = በቀኝ : ያሉ : ቀሳውስትም : በቤተ : መቅደስ : ውስጥ : ለመርዳት : ያሰቡ = ክብር : የሚገባውን : ያከብሩት : ዘንድ : ከላይ : መቆ ም : የሚገባውን : ከላይ : ያደርጉት : ዘንድ : ከታች : መቆም : የሚገባውንም : ከታች : ያቆ ሙት : ዘንድ = በግራ : ያሉ : ቀሳውስት : ግን : ሰለ : ጉባኤው : ይትጉ : ጸጥተኞች : ይሆኑ : ዘንድ = የተቀጡትንም : አያስደንግጡ : ፈጽ መውም : ይታዘዙ =

፪፻፲፱ ዶቅ : ፶፮ = ቀሳውስት : በመንበሩ : ዙሪያ : በኤ ጲስቆጶሱ : ፊት : መሄድ : እይገባቸውም = ከእ ርሱም : አስቀድመው : ወደ : ቤተ : መቅደስ : መግባት : እይገባቸውም = ከኤጲስቆጶሱ : በኋላ : ይግቡ : እንጂ = ሕመምተኞች : ወይም : መንገደኞች : ካልሆኑ : በቀር : በአንጻሩ : እይ ቀመጡ = ይህ : ሕግ : ይጽናላቸው =

፪፻፳ መጅ : ፯ = ሁለት : አጎትማማቾችን : ወደ : አገባ : ሰው : ሠርግ : ቄሱ : ለምሳ : አይሂድ = ሁለት : አጎትማማቾችን : ያገባ : ሰው : ንስሐ :

አንቀጽ : ፩ ።

አጋት : ዘይደልዎ : ንበሐ : እፎኬ : ይከውን : ቀሲስ : ምስሌሁ : ይብላዕ : አመብልዕ : ዘከመዝ ።

፪፻፳፩ በሰ : ሃወጅዱ : ወኢይወሰከ : ጅዱሂ : አምቀባውስት : ምንተኒ : ክበደ : ላዕለ : ሕዝብ : ውፁአ : አምቀኖና : አበዊነ : ሐዋርያት ። ሉቃስ : ወይአክኒ : ለምንት : ታሜክርዎ : ለእግዚአብሔር : ወታፀውርዎሙ : አርፀተ : ዲበ : ከሳዶሙ : ለአርዳእ : ዘኢከህልነ : ንሕነ : ወኢአበዊነ : ከመ : ንፁር ። ወበአንተ : ዝንቱ : አነ : እረትሕ : ከመ : ኢትወሰኩ : ድካመ : ሳዕስ : እስ : ተመይጡ : ኅበ : እግዚአብሔር ። ወናሁ : ሠምረ : መንፈስ : ቅዱስ : ወሠመርነ : ካዕበ : ንሕነኒ : ከመ : ኢናንብር : ሳዕሌክመ : ከበደ : ዘይበዝነ : አምዘንቱ : ግብር : ወዘኢይደሉ : ትግበርዎ ።

፪፻፳፪ በሰ : ሃወጅቱ : ወኢይትዐረቅ : ቀሲስ : ግሙራ : ቅድመ : መኑሂ : እምሰብእ : ዘእንበለ : በጊዜ : ዓጸባ ። ወአምከመ : ዐፀቦ : ወፈቀደ : ይሑር : ኅበ : ቤተ : ብለኒ : ይሑር : ምሰለ : እስ : ከማሁ በመዓርግ : ባሕተቶሙ : ቅድመ : ይትጋብኡ : ሕዝባውያን ።

፪፻፳፫ ዘኒቅያ : ሃወጃቱ : ወይትጋብኡ : ቀሳውስት : ኅበ : ኤጲስቆጶሳተሆሙ : ፫ተ : ጊዜያተ : በበዓመት : ወይርአዩ : በአንተ : ነሉ : ዘይፈቅድዎ : ሎቱ ።

፪፻፳፬ ኃምስ : ከፍል : ዘይነግር : በአንተ : ምክንያት : አንተ : ታወድቆ : እመዓርጊሁ ። ወዛቲ : አምኔሃ : ዘተነግረ : ዝክረ : አንብርታ : ወጉላጭፃ : በአንቀጸ : ኤጲስቆጶስ : ወከለንታሁ : ዝውእቱ : ወይትመተር : ነሉ : ቀሲስ : ዘይነሥአ : ሢመተ : ቅስና : በሕልያን : አው : በተገርሞ : አው : በአድልዎ : አው : በትምይንት : አው : በአስፍዎ : ሕልያን ። አው : ዘተሠይመ : ፪ተ : ጊዜያተ ። አው : ዘእውስበ : ፪ተ : አንስተ : አው : ዘይትሀከይ : ምሂርተ : ሕዝቡ ። አው : ዘይትጌየዮሙ : ለነዳያን : ካህናት : ወኢይትራድአሙ : አው : ዘኢይትዌከና : ንስሐሁ : ሴጎጥእ : አው : ዘተሀውቀ : በሰምዐ : ሐስት : ወውዴተ : ሰብእ : አው : ዘይገብር : ትዕቢተ : አው : ዘየአምራ : ሰሕግ : ወኢይገብር : ባቲ : አው : ዘይዘልፍ : ሰካረ : ወገቢረ : እከይ : ወዘያለምድ : ኅዲገ : ገቢረ : ሠናይ : አው : ዘየነ

በለ : ቀሳውስት ።

የሚገባው : ነውና ። እንደዚህ : ካለው : መብል : ከአርሱ : ጋር : የሚበላ : ሰው : እንዴት : ቄስ : ይባላል ? ።

፪፻፳፭ በለ : ሃ፩ ። ከቀሳውስት : አንዱ : ስንኳ : አባቶቻችን : ሐዋርያት : ከሠሩት : ሥርዓት : የወጣ : ሥርዓት : ለሕዝቡ : እያጽናባቸው ። ሉቃስ : እንዲህ : አለ ። (የሐዋ : ፲፭ : ፲) ። እግዚአብሔርን : ለምን : ትፈታተኑታላችሁ ። እኛና : አባቶቻችን : እንሸከመው : ዘንድ : ያልቻልነውን : ለተማሪዎቹ : በአንገታቸው : ሸከምን : ታሸከሚቸዋላችሁ ። ወደ : እግዚአብሔር : በተመለሱ : ምእመናን : ላይ : ሥርዓት : እንዳታጸብባቸው : እኔ : አፈርዳሰሁ ። እነሆ : መንፈስ : ቅዱስ : ወደደ ። እኛም : በናንተ : ላይ : ሥርዓት : እንዳናጸና : ልታደርጉትም : የማይገባውን : እንዳናዛችሁ : ወደድን ።

፪፻፳፪ በለ : ሃ፪ ። ከሰው : ወገን : በማናቸውም : ፈት : ቄሱ : ፈጽሞ : አይራቆት ። በችግር : ጊዜ : ካልሆነ : በቀር ። በችግረው : ግን : ወደ : መዋትም : (ወሸባ : ቤት) : ሊሄድ : ቢወድ : ሕዝቡ : ላይሰበሰቡ : ብቻቸውን : በመዓርግ : እንደ : እርሱ : ካሉት : ጋር : ይሂድ ።

፪፻፳፫ ኒቅያ : ሃ፱ ። ቀሳውስት : ወደ : ኤጲስቆጶሳቸው : በዓመት : ፫ : ጊዜ : ይሰብስቡ ። ለእርሱ : የሚገባውንም : ሁሉ : ይመርምሩ ።

፪፻፳፬ አምስተኛ : ከፍል : ከሹመቱ : የሚሻርበትን : ምክንያት : የሚናገር : ነው ። ይህችውም : ተጽፋ : መኖርዋና : ቍጥሯ : በአንቀጸ : ኤጲስቆጶሳት : (ፍት : ጅ : ፻፸፪) ። የተነገረላት : ናት ። ሁለመናውም : ይህ : ነው ። መማላጃ : ሰጥቶ : የተሾመ : ቄስ : ሁሉ : ይሻር ። ወይም : በማሰፈራራት : ወይም : በማድላት : በተንኩል : ወይም : መማላጃ : አሰጣለሁ : ብሎ : የተሾመ : ይሻር ። ወይም : ሁሉት : ጊዜ : የተሾመ : ወይም : ሁሉት : ሚስት : ያገባ : ወይም : ሕዝቡን : ከማስተማር : ቸል : የሚል : ወይም : ነዳያን : ካህናትን : ቸል : የሚላቸው : የማይረዳቸውም : ወይም : የኃጢአተኛውን : ንስሐ : የማይቀበል : ወይም : በነገር : ሠሪነትና : ሐላትን : በመመስከር : የታወቀ : የሚታበይ : ሕግን : አውቆ : የማይሠራባት : ወይም : ዘወትር : የሚሰክር : ክፋ : ሥራንም : የሚያዘወ

አንቀጽ : ፮ ።

በለ : ቀላውሶት ።

ሥሥ : ርዖ : እምዘለቅሐ : አው : ዘሰከበ : ምሰለ : ብእሲት : ዘማዊት : ወእመኒ : ኮነት : ዘተሐበያ : አው : ዘይመሰለሙ : አው : ዘየሐውር : ንበ : ንጉሥ : ዘእንበለ : ትእዛዘ : ሲቁ : አው : ዘይዘብጥ : መነሂ : ከመ : ይፍርህም : ለብእ : አው : ዘይትአመን : በሐሳበ : ክዋክብት : ወዘየአምን : ነገር : ጠንቋልያን : ወመሠርያን : አው : ዘተወክፈ : ጥምቀተ : ዓላውያን : አው : ዘይትሚጠ : ቀርባኖመ : አው : ዘይኤሊ : ምስሌሆመ ።

ትር : በጎ : አለመሥራትን : የለመደ : ከአበደ ረው : ላይ : ትርፍን : የሚፈልግ : ከዘማዊት : ሌት : ጋር : የተኛ : ተያዥ : የሆናትም : ብትሆን : እነዚህን : የመላበሉትን : የሠራ : ወይም : አለቃው : ላይፈቅድለት : ወደ : ንጉሥ : የሚሄድ : ወይም : ሰዎች : ይፈሩት : ዘንድ : ማንንም : የሚማታ : ኮከብ : በመቀጠር : የሚታመን : የጠንቋዮችን : ነገር : ሥር : የሚምሱትንም : የሚያምን : የመናፍቃንን : ጥምቀት : የተቀበለ : ወይም : ቀርባኖቻውን : የተቀበለ : ወይም : ከነርሱ : ጋር : አብሮ : የሚጸልይ : ቁስ : ይሻር ።

፪፻፳፭

ወእምኔሃ : ዘተነግረ : በአንቀጽ : ካህናት : ወዘተጋብአ : ውእቱ : ከመ : ይለደድ : አው : ይትመተር : ወዘሂ : ሐጸወ : ርእሶ : አው : ተረክበ : በዝሙት : አው : በሰሪቅ : አው : በመሐላ : ሐሰት : አው : ዘየአምን : ከመ : ሕገ : ለብላብ : ወበሊዐ : ሥጋ : ወሰትየ : ወይን : ሕሩም : ውእቱ ። አው : ዘይበልዕ : በውለተ : ምሥያጣት : ወዘይለቲ : ውስተ : ምርፋቃት : ወዘይበልዕ : ምወተ : አው : ብላዐ : አርፎ : አው : ዘይበውእ : ምኾራብ : አይሁድ : አው : ዘይበውእ : ቤተ : ከርስተያኖመ : ለዓላውያን : ለተፈውሶ : አው : ዘይጸውም : ምሰለ : አይሁድ : ወይበልዕ ምስሌሆመ ። አው : ዘይነሥእ : አምኃ : ዘበዓላተሆመ : አው : ዘይፈኑ : ንበ : ምኾራባተሆመ : አው : ንበ : መካናተሆመ : ለእለ : አ.የአምኑ : አው : ንበ : አብያተ : ከርስተያናተሆመ : ለዕልዋን : ሃይማኖት : ዘይወለድ : አምኃ : አው : ዘይትናገር : ምሰለ : ውጉዝ : አው : ምስለ : ዘተሰይ : አው : ዘይኤሊ : ምስሌሆ : አው : ዘይነግድ : ዘእንበለ : መጽሐፈ : መባሕተ : ኤጲስቆጶስ : ዚአሁ ።

፪፻፳፭

ክርለዋም : በአንቀጽ : ካህናት : የተነገረ : ነው ። (ፍ : ነ : ፫፻፲፮) ከዚህም : የተሰበሰበ : ይህ : ነው : ይለይ : ወይም : ይሻር : ዘንድ ። ራሱን : ጃንደረባ : ያደረገ : ወይም : በዝሙት : የተገኘ : ወይም : ሲሰርቅ : የተገኘ : ወይም : በሐሰት : የማለ : የጋብቻ : ሥራት : ሥጋ : መብላትና : ወይን : መጠጣት : አይገባም : የሚል : ወይም : በገበያ : መካከል : የሚበላ : ከመሸታ : ቤት : ገብቶ : የሚጠጣ : ሞቶ : የበክተውን : ቀርባኖ ራጩን : ወይም : የአውራውን : ትራፊ : የሚበላ : ወይም : ፈውስ : አገኛለሁ : ብሎ : ወደ : መናፍቃን : ቤተ : ከርስተያን : የሚገባ : ወይም የአይሁድን : ጸም : የሚጸም : ከነርሱም : ጋር : የሚበላ : የበዓላቸውንም : እጅ : መንሻ : የሚቀበል : ወይም : ወደምኾራባቸው : ወይም : ወደማያምኑ : ሰዎች : ቤታ : ወይም : ሃይማኖትን : ወይካዱ : ሰዎች : ቤተ : ከርስተያን : እጅ መንሻ : የሚወለድ : ወይም : ተወግዞ : ከተለየው : ጋር : የሚናገር : ከተለየውም : ጋር : የሚጸልይ : ወይም : ያለ : ኤጲስቆጶስ : ፈቃድ : የሚሄድ : ይሻር ።

፪፻፳፮

ወእምኔሃ : ዘተነግረ : ውስተ : ዝንቱ : አንቀጽ : ወውእቱ : ሃቱ : ያታ ። ሄዱ : እምኔሆመ : ረስጠብ : ቫቱ : ወሰእመ : ተፈልጠ : ቀሲለ : አው : ዲያቆን : እምነ : ብእሲቱ : በምክንያተ : ተልእኮቱ : ለእግዚአብሔር : አይያልዎ : ተፈልጠ ። ወእመስ : ንደጋ : ለብእሲቱ : በዝንቱ : ምክንያት : ይትመተር ። ረስጠጅ : ፩ : ወከማሁ : ለእመ : አውዕእ : በምክንያተ : ጽሙና : ወምንኮሰና ።

፪፻፳፮

ከእርስዋ : በዚህ : አንቀጽ : ውስጥ : የተነገረው ይህ : ነው ። ይኸውም : ኘወገን : ነው ። ከነርሱ : አንዱ : ረስጠብ : ፫ ። እግዚአብሔርን : በማገልገል : ምክንያት : ቁስ : ወይም : ዲያቆን : ከሚሰቱ : ቢለይ : መለየት : አይገባውም ። በዚህም : ምክንያት : ሚሰቱን : ቢፈታት : ይሻር ። ረስጠጅ : ፩ ። እንደዚሁም : በምንኮሰናና : በተባሕትዎ : ምክንያት : ቢፈታት : ይሻር ።

፪፻፳፯

ወዳግም : ረስጠብ : ኘወገቱ : ጸክ : ፬ : አመቦ

፪፻፳፯

ሁለተኛ : ረስጠብ : ኘ፱ ። ጸክ : ፬ ። በታወቀች :

ቀሲስ : እው : ዲያቆን : ዘተሥዕረ : በርትዕ : በእንተ : ኃጢአቱ : ከሥት : ወእምዝ : ተሐ በለ : ላዕለ : ግብረ : መልእክት : እንተ : ኮነት : ሎቱ : በዘመን : እብራቱ : ይትፈለጥ : እምቤተ : ክርስቲያን : ፍጹመ ። ወከማሁ : ነሉ : ዘእእ መረ : ግብረ : ወተደመረ : ምስሌሁ ።

፪፻፳፰ ሣልስ : ረስጠብ : ዘጽወጀቱ : ጸክ : ጅቱ : ወለ እመ : መንኖ : ቀሲስ : እው : ዲያቆን : ለኤ ጲስቆጶስ : ዚእሁ : ወገብረ : ሎቱ : ምሥዋዕ : በባሕቲቱ : ወጸውዎ : ኤጲስቆጶስ : ጀተ : ጊዜ ያተ : እው : ቫተ : ወኢተሰጥዎ : ይትመተር : እመዓርጊሁ : ውእተኒ : ወእለ : ተለውዎ ።

፪፻፳፱ ራብዕ : ረሱጣ : ነገዳቱ : ኒቅያ : ነገዳቱ : ወለእመ : ፈቀደ : ቀሲስ : እው : ካህን : አው : መነኮስ : ከመ : ይሑር : እምቤተ : ክርስቲያን : እትትወክሮ : ቤተ : ክርስቲያን : ካልእት : እላ : ያገብርዎ : ከመ : ይትመዩጥ : ኅበ : መካኑ ። ወለእመ : አበዩ : ተመይጦ : ይሰደድ : ወእይደመር : ኅበ : ጉባኤ ።

፪፻፴፬ ዘነገዳቱ : ወለእመ : ፈቀደ : ይሑር : እምሥ ዋዕ : ኅበ : ካልእ : ምሥዋዕ : ወእምዝ : ሶበ : ጸልእዎ : እለ : ኮኑ : ውስቴታ : ወካዕበ : ሶበ : ፈቀደ : ተመይጦ : ኅበ : መካን : ዘፈለስ : እም ኔሁ : እይትወክፍዎ : እልከቱ : እምድኅረ : ዝነቱ : ዳእመ : ይሥዓር : ሢመቱ : በሀዩኒ : ወበዝዩኒ ። ረስጠብ : ዘነገዳቱ : ወፈድፋደስ : ሰእመ : ፈነወ : ኤጲስቆጶስ : ኅቤሁ : መልእ ከተ : ከመ : ይትመዩጥ : ኅበ : መካኑ : ለእመ : ኢሰምዕ ።

፪፻፴፭ ኃምሳ : ዘኒቅያ : ጽወጂቱ : ወእይሰድዱ : ቀላ ውስት : ጆዩሂ : እምእመናን : እምን : ቀርባን : በምክንያተ : ቀጥዓ : እው : በምንትኒ : ግብር : እምግብራተ : ዓለም : ወዘገብረ : ዘንተ : ይደቅ : እመዓርጊሁ : ወይክልእዎ : ትድምርተ : ምእ መናን ።

፪፻፴፮ ሳድስ : ዘኒቅያ : ሁቱ : ወእመ : ተመይመ : ጆዱ : ቅስና : እንበለ : ይሕትቱ : ምግባሮ : ወእምዝ : ሶበ : ተበውተት : ኃጢአቱ : እንተ : ግብራ : ይሰደድ : ውእቱ : ወበውሳኔሂ : እትትወክሮ : ቤተ : ክርስቲያን ።

፪፻፴፯ ሳብዕ : ቀጠጅ : ሁቱ : ወለእመ : እተእመን : ኃጢአቱ : ወእምዝ : ዘለፍዎ : በርትዕ : ከሙተ :

ኃጢአቱ : በእርግጥ : የተሻረ : ቄስ : ወይም : ዲያቆን : ቢኖር : ከዚህም : በኋላ : ቀድሞ : ሳይሻር : በሰሞኑ : ወራት : ይሠራው : የነበረ ውን : የእገልግሎት : ሥራ : ተደፋፍሮ : ቢሠ ራ : ከቤተ : ክርስቲያን : ፈጽሞ : ይለዩ : ሥራ ውንም : እያወቀ : ክርሱ : ጋር : እንድ : የሆነ : ሁሉ : ይሻር ።

፪፻፳፰ ሦስተኛ : ረስጠብ : ጽፂ = ጸክ : ጅ = ቄስ : ወይም : ዲያቆን : ኤጲስቆጶስን : ቢንቀው : ብቻውንም : ቤተ : መቅደስ : ቢሠራ : ኤጲስቆ ጶስም : ሦስት : ጊዜ : ቢጠራው : መልስ : ባይ ሰጠው : እርሱ : ከማዕርጉ : ይሻር ። ተከታዮቹ ም : ይሻሩ ።

፪፻፳፱ አራተኛ : ረስጣ : ነገዳ = ኒቅያ : ነገዳ = ቄስ : ወይም : ካህን : ወይም : መነኮሴ : ቤተ : ክርስ ቲያንን : ትቶ : ቢሄድ : ሌላይቱ : ቤተ : ክርስ ቲያን : እትቀበለው : ወደ : ቦታው : ይመለስ : ዘንድ : ይማልዱት : እንጂ = ሊመለስም : ባይ ወድ : ይለዩ ። በጉባኤም : እይቀላቀል ።

፪፻፴፬ ነገ = ቤተ : ክርስቲያንን : ትቶ : ወደ : ሌላ : ቤተ : ክርስቲያን : ሊሄድ : ቢወድ : በዚያች : እገር : ውስጥ : ያሉትም : ሰዎች : ቢጠሉት : ዳግመኛም : ወደ : ተጠው : ቦታ : ሊመለስ : ቢወድ : ከዚህ : ዘኋላ : እነዚያ : እይቀበ ሉት : በዚህም : በዚያም : ሾመቱ : ይሻር : እንጂ = ረስጠብ : ነገ = ይልቁንም : ኤጲስቆጶስ ወደርሱ : መልእክት : ቢልክ : ወደ : ቦታውም : ይመለስ : ዘንድ : ባይሰማ : ይሻር ።

፪፻፴፭ እምስተኛ : ኒቅያ : ጽፂ = ቀላውስት : ከምእመ ናን : ወገን : እንዱንስ : እንኳ : በቀጣ : ወይም ከዚህ : ዓለም : ሥራ : በማናቸውም : ሥራ : ምክንያት : አይክልክሉ ። ይህን : ያደረገ : ከሾመቱ : ይሻር ። ከምእመናንም : እንድንት : ይለዩት ።

፪፻፴፮ ስድስተኛ : ኒቅያ : ሁ = ሥራውን : ሳይመረ ምሩ : እንዱ : ቅስና : ቢሾም : ከዚህም : በኋላ : የሠራት : ኃጢአት : ብትታወቅ : እርሱ : ይለዩ ። በጉባኤውም : ቤተ : ክርስቲያን : እት ቀበለው ።

፪፻፴፯ ሰባተኛ : ቀጠጅ : ሁ = ኃጢአቱን : ባያምን : ከዚህም : በኋላ : በሚገባ : ገልጠው : ከዘለፉት :

አይደልም ፡ ሰጡ፡ ከመ ፡ ይትሰለክ ፡ በግብረ ፡ ከህነት ፡ ግሙራ ፡ ወለአመስ ፡ እምነ ፡ ውላቱ ፡ በርእሱ ፡ አመናትው ፡ ሰጡ ፡ ተልእኮ ፡ ዘእን በሰ ፡ ቀሪበ ፡ ቀኅርባን ፡ ባሕቲቱ ።

፪፻፴፬

ሳምን ፡ ዘኒቅያ ፡ ጽወጅቱ ፡ አይባሉ ፡ ቀሳውስት ፡ ወእሊሊሆሙ ፡ ነበ ፡ ተሐብሮ ፡ ወአይኩኑ ስምዐ ፡ በውዴታ ፡ ወአይሐሩ ፡ ሰለሰተዋድሮ ፡ ሰብእ ፡ ነበ ፡ ነገሥት ፡ ወአይኩኑ ፡ ሐማይያን ፡ ወአፈቃድያን ፡ እከይ ፡ ለምእመናን ፡ ወዘገብረ ፡ ዘንተ ፡ እምኔሆሙ ፡ ያረድ ፡ እመዓርጌሁ ፡ ወይሰደድ ፡ እምጉባኤ ።

፪፻፴፭

ታሰዕ ፡ ዘኒቅያ ፡ ጽወጅቱ ፡ ወሰእመ ፡ ተዐደወ ፡ ፩ሂ ፡ እምቀሳውሳት ፡ ወዲያቆናት ፡ ወእብእ ፡ ብእሲቲ ፡ ትኩተ ፡ ነበ ፡ ቤተ ፡ ክርስቲያን ፡ ወመጠዋ ፡ ላቲ ፡ ቀኅርባን ፡ በመዋሶለ ፡ ትክቶሃ ፡ ይደቅ ፡ እመዓርጌሁ ፡ ወእመኒ ፡ ኮነት ፡ እምእንስትያ ፡ ነገሥት ።

፪፻፴፮

ዓሥር ፡ ዘኒቅያ ፡ ነበጅታ ፡ ለቀሳውስት ፡ ወዲያቆናት ፡ ሶበ ፡ ወሶእ ፡ እምቤተ ፡ ክርስቲያናቲሆሙ ፡ አይደሉ ፡ ከመ ፡ ይትወክሩዎሙ ፡ ቤተ ፡ ክርስቲያናት ፡ አላ ፡ ይደሉ ፡ ከመ ፡ ይንግሩ ፡ ነሎ ፡ ምክንያቱ ፡ መፍቀዶሙ ፡ እስከ ፡ ይትመደቡ ፡ ነበ ፡ ማጎደሪሆሙ ። ወሶበ ፡ አሐሩ ፡ ወአቲመይጡ ፡ አይደሉ ፡ ከመ ፡ ያሳተፍዎሙ ። ወሰእመ ፡ ነደገ ፡ ስዱ ፡ እምኔሆሙ ፡ ቤተ ፡ ክርስቲያን ፡ ዘፈቃድ ፡ ባሕቲቱ ፡ ወሰእመ ፡ እኮነ ፡ በተሰናእዎተ ፡ ኤጲስቆጶስ ፡ ምስሌሁ ፡ በእንተ ፡ ዝንቱ ፡ ትወኅር ፡ ከህነቱ ።

፪፻፴፯

ክፍል ፡ ሳድስ ፡ ዘአይትክላእ ፡ እምተልሳቲተ ፡ መዓርግ ።
በደስ ፡ ጅቱ ፡ ቀሲስ ፡ ሶበ ፡ ወለደት ፡ ብእሲቲ ፡ አይትክላእ ።

፪፻፴፰

፱ቱ ፡ ወሶበ ፡ ሐረ ፡ ወንደረ ፡ ነበ ፡ መካነ ፡ ዘእኮነ ፡ ሎቱ ፡ ወተወክሩዎ ፡ ካህናተ ፡ ውላቱ ፡ ብሔር ፡ ይሰእልዎ ፡ ሰኤጲስቆጶስ ፡ ዚአሁ ፡ ከመ ፡ አይኩን ፡ ዘጉዩ ፡ ወሰእመስ ፡ ኮነት ፡ ሀገሩ ፡ ርኅቅት ፡ ለይትመከር ። ሰእመ ፡ ኮነ ፡ ረድእ ፡ ወእምድጎረ ፡ ዝንቱ ፡ ያሳተፍዎ ፡ ወዩሀብዎ ፡ ክብረ ፡ ምክሰቤተ ።

የከህነትን ፡ ሥራ ፡ ፈጽሞ ፡ መሥራት ፡ እይገባውም ። እርሱ ፡ ራሱ ፡ በያምን ፡ ግን ፡ ሥጋውንና ፡ ደሙን ፡ ከመቀበል ፡ በቀር ፡ በከህነቱ ፡ ግገልገል ፡ እይገባውም ።

፪፻፴፬

ስምንተኛ ፡ ኒቅያ ፡ ጸጿ ። ቀሳውስትና ፡ ዲያቆናት ፡ ወደ ፡ ዋስነት ፡ እይግቡ ። በነገር ፡ ሥራ ፡ እይመስከሩ ። ሰውንም ፡ ለመከሰስ ፡ ወደ ፡ ንጉሥ ፡ እይሂዱ ። ሐሜተኞች ፡ እይሁኑ ። ለምእመናንም ፡ ክፋትን ፡ እይውደዱ ። ከነርሱ ፡ ወገን ፡ ይህን ፡ ያደረገ ፡ ከሹመቱ ፡ ይሻር ፡ ከጉባኤም ፡ ያሳይ ።

፪፻፴፭

በጠኝኛ ፡ ኒቅያ ፡ ጸ፱ ። ከቀሳውስትና ፡ ከዲያቆናት ፡ ወገን ፡ አንዱስ ፡ እንኳ ፡ ተደፋፍሮ ፡ ከግዳጅዋ ፡ (ከደሚ) ፡ ያልነጸችውን ፡ ሴት ፡ ወደ ፡ ቤተ ፡ ክርስቲያን ፡ ያሰገባ ፡ በደሚም ፡ ወራት ፡ ሥጋውንና ፡ ደሙን ፡ ያቀበላት ፡ ቢኖር ፡ ከሹመቱ ፡ ይሻር ። ምንም ፡ ከነገሥታት ፡ ሴቶች ፡ ወገን ፡ ብትሆን ።

፪፻፴፮

አሥረኛ ፡ ኒቅያ ፡ ፲፭ ። ቀሳውስትና ፡ ዲያቆናት ፡ ከቤተ ፡ ክርስቲያናቸው ፡ በወጡ ፡ ጊዜ ፡ ክርስቲያኖች ፡ ሊቀበሏቸው ፡ እይገባም ፡ ወደ ፡ ቦታቸው ፡ እስኪመሰሱ ፡ ድረስ ፡ የፈቃዳቸውን ፡ ምክንያት ፡ ሁሉ ፡ ይናገሩ ፡ ዘንድ ፡ ይገባል ፡ እንጂ ። ባይመለሱ ፡ ግን ፡ ሊቀበሏቸው ፡ እይገባም ። ከነርሱ ፡ እንዲ ፡ በራሱ ፡ ፈቃድ ፡ ቤተ ፡ ክርስቲያንን ፡ ቤተው ፡ ከነርሱ ፡ ጋር ፡ ባለው ፡ ኤጲስቆጶስ ፡ ፈቃድ ፡ ካልሆነ ፡ ስለዚህ ፡ ከህነቱ ፡ ይሻር ።

፪፻፴፯

ክፍል ፡ ፮ ። በግዕርጉ ፡ ከአገልግሎት ፡ የግይዘላክላበትን ፡ ይናገራል ።
በደስ ፡ ፱ ። ቄስ ፡ ሚስቱ ፡ በወለደች ፡ ጊዜ ፡ እይከልከል ።

፪፻፴፰

፱ ። ቦታው ፡ ወዳይደስ ፡ ቦታ ፡ ሄዶ ፡ ቢሰነብት ፡ የዘያ ፡ እገር ፡ ካህናትም ፡ ቢቀበሉት ፡ ኮብሎ ፡ የመጣ ፡ እንዳይሆን ፡ የእገሩን ፡ ኤጲስቆጶስ ፡ ያጠይቁት ። እገሩ ፡ ሩቅ ፡ ቢሆን ፡ ግን ፡ አገልጋይ ፡ እንደሆነ ፡ ያፈተን ፡ ከዚህም ፡ በኋላ ፡ ይቀበሉት ። እጥፍ ፡ ክብርም ፡ ያሰጡት ።

አንቀጽ ሳብዕ =

በአንተ : ዲያቆናት =

፪፻፴፱ ወውአቱ : ፩ቱ : አከፋል = ከፍል : ቀዳማዊ : በአንተ : ትእዛዛት : ድልዋት : ይቤ : ጳውሎስ : ሐዋርያ : እምድገረ : አንብሮቱ : ትእዛዛ : ሰቀ ሳውስት = ጤት : ፩ቱ : ወዲያቆናትኒ : ካዕበ : ከግሁ : ለይኩኑ : ህዳእነ : ወተእዛዝያነ : ወኢ ይኩኑ : ተናጋርያነ : በ፪ቱ : ልሳን : ወኢይጽንጉ ገበ : ብዝህ : ስትየ : ወይን : ወኢያፍቅሩ : መክፈልተ : ረባገ : ርኩስ : አላ : ይትእዝተ : በምሥጢረ : ሃይማኖት : በሕሲና : ንጹሕ : ወትፍሥሕተ : ገጽ : ብዙህ : ወትእዛዝ : በእንተ : እሱ : ይትመከሩ : ቅድመ : ወእምድገረ : ዝንቱ : ይትሰእኩ : ለእመ : ኮኑ : ዘእንበሰ : ነውር = ወይኩን : ዲያቆን : ዘእሐተ : ብእሲተ : አውሰበ : ዘያሜኒ : ሠሪዐ : ቤቱ : ወውሉዱ : እሰመ : አለ : ያሜንዩ : ተልእኮተ : ይረብጉ : ለነፍሶሙ : መፃርገ : ሠናየ : ወዋገስ : ፍድፋዶ : ለነፍሶሙ = በአንተ : ሃይማኖተ : እግዚእነ : ኢየሱስ : ክርስቶስ =

፪፻፵፱ ረስጣ : ፲፱፮ቱ : ይቤ : ግቴዎስ : ወዲያቆናት : ይሠየሙ : በከመ : ጽሑፍ : በሰምዐ : ፪ቱ : ወ፪ቱ : ስግዕት : ይቁም : ዙሉ : ነገር : ወይት ፈተነ : በኩሉ : ተልእኮ = ወስምዐ ይኩንዎሙ ጉባኤ : ከመ : እሙንቱ : ነበሩ : ምስለ : አሐቲ : ብእሲት : ወአልሀቁ : ውሉዶሙ : በንጽሕ : ወያኩኑ : መከርያነ : ወየውሃነ : ወእኮ : መንጉራጉራነ : ወኢ : ዘ፪ኤ : ልሳናት : ወኢመፃትማነ : እስመ : መፃት : ያማሰን : ብእሲ : ጠቢብ = ወኢይኩኑ : ዘያደልወ : ለገጽ : አብዕልት : ወዘይገፍዑ : ነጻያነ : ወዘ ያበዝጉ : ስትየ : ወይን : ወኢይጸምወ : በእንተ : ምሥጢራት : ሠናያት : ወየእዝዝዎሙ : ለእለ : ቦሙ : ንዋይ : እምኢኃው : ከመ : ይጸግውዎሙ : ለእለ : አልቦሙ : ንዋይ : ወይሳ ተፍዎሙ : በውሂብ : ወያከብሩ : ጉባኤ : በኩሉ : ክብር : ወገፍረት : ወፍርሃተ : እግዚአብሔር =

፪፻፵፩ ከፍል : ዳግም : በአንተ : ሢመተ : ዲያቆናት = ረስጣ : ፶፱፩ቱ : ቀጠጅ : ፲፱፩ቱ : ሶበ : ትሠ ይዎ : ለዲያቆን : እንብር : እዴከ : ላዕሌሁ : ወጸለ : ወቀሳውስት : ዙሉሙ : ወዲያቆናትኒ :

አንቀጽ : ፯ =

ሰለ : ዲያቆናት =

፪፻፴፱ ይኸውም : ፩ : ከፍል : ነው = መጀመሪያው : ከፍል : በለሚገቡ : ትእዛዛት : ይናገራል = ጤት : ፩ : ዳግመኛም : እንደዚሁ : ዲያቆናት : ጸጥ : ያሉ : የሚታዘዙ : ይሁኑ = በሁለት : አንደበት : የሚናገሩ : እይሁኑ = ወይን : አብዝቶ : ወደ : መጠጣት : እያዘንብሉ = ርኩስ : የሆነውን : የትርፍ : ድርሻ : እይውደዱ = በንጹሕ : ሐሳብ : በሃይማኖት : ምሥጢር : በብዙ : ፍሠሕ : ገጽ : በመታዘዝ : ይወስኑ : እንጂ = ሰለ : እሲህ : እስቀድመው : ይፈተኑ = ከዚህ : በኋላ : ነውር : የሌለባቸው : ከሆኑ : ያገልግሉ = ዲያቆን : እንዲት : ሴት : ያገባ : ቤተ : ሰባቹ ንና : ልጆቹን : በሚገባ : የሚያስተዳድር : ይሁን = ግገልገልን : የሚያሳምሩ : ለሰውነታቸው : በጎ : ግዕርገን : ያገኛሉና = ይልቁንም : በኒታችን : በኢየሱስ : ክርስቶስ : ስለሚያምኑ : ባለሚልነትን : ለሰውነታቸው : ያገኛሉ =

፪፻፵፱ ረስጣ : ፲፯ = ግቴዎስ : እንዲህ : አለ = ዲያቆናትም : ነገር : ሁሉ : በሁለት : በሦስት : ምስክር : ይጸናል : ተብሎ : በተጻፈው : መሠረት : ይሾሙ = በአገልግሎት : ሁሉ : ይፈተኑ = ከእንዲት : ሴት : ጋር : እንደኖሩ : በንጽሕና : ልጆቻቸውን : እንዳሳደጉ : የተሰበሰቡት : ምስክር : ይሁኑዋቸው = የሚራሩ : የዋሃን : የማያንጉራጉሩ : ይሁኑ = ሁለት : አንደበትም : አይሁኑ = ቍጡዎች : አይሁኑ = ቍጣ : አዋቂውን : ሰው : ያጠፋልና = ለባለጸጎች : ፊት : የሚያደሉ : ነጻያንን : የሚያሳዝኑ : ወይን : አብዝተው : የሚጠጡ : አይሁኑ = ሰለ : በጎ : ምሥጢራት : ምርመራ : የሚሰንፉ : አይሁኑ = ከወንድሞች : ወገን : ገንዘብ : ያላቸውን : ሰዎች : ገንዘብ : ለሌላቸው : ይሰጧቸው : ዘንድ : ይዘዟቸው = በመሰጠትም : ይተባበሩዋቸው = በፍጹም : ከብርና : ኃፍረት : እግዚአብሔርንም : በመፍራት : ጉባኤውን : ያከብሩ =

፪፻፵፩ ከፍል : ፪ = ሰለ : ዲያቆናት : ሹመት : ይናገራል = ረስጣ : ፶፩ = ቀጠጅ : ፲፱፩ = ዲያቆኑን : በምትሾምበት : ጊዜ : በእርሱ : ላይ : እጅህን : እስቀምጥና : ጸልይ : ሁሉም : ቀሳውስትና :

አንቀጽ : ፯ =

በለ : ዲያቆናት =

እንዘ : ይቀውሙ : ዘጅወገቱ : ወይት-ነረይ : በከመ : እቅደምን : ነገረ : ወንቤ : ወእምዝ : ይደይ : ኤዲስቆጶስ : ባሕተቱ : እዴሁ : ላዕሌሁ አሰመ : ውእቱ : እ.ይሠየም : ከመ : ይትመጦ : መንፈስ : ዕበይ : ዝንቱ : ዘይሳተፍዎ : ቀሳውስት : አላ : ከመ : ይግበር : ትእዛዛተ : ኤዲስቆጶስ :

፪፻፵፪

ቀጠጅ : ፲ወ፩ዱ : ሥርዋጽ : በመጽሐፈ : ሮማውያን : ንቡር : ወይቤ : እ.ይሠየም : ዲያቆን : ቅድመ : ይኩን : መዋሰሊሁ : ጅወጅቱ : ዓመት : ወዝንቱ : ውእቱ : ለዲያቆን : በውስተ : ሕግ : ሐዲስ : ወሥርዓቶሙኒ : ለሌዋውያን : ዘሕግ : ብሉይ : ፍሁ : ይኤዝዝ : ከመ : ኢይግበር : ግብራ : ለደብተራ : ዘመን : ለእመ : እ.በጽሐ : ኅበ : ዝንቱ : ዓቅም : ወኢይትክህሎ : ለሱበእ : ከመ : ይምጽአዎ : ሠናያት : ዘእንበለ : አምድኅረ : ዝንቱ : ሕይወት : ወግብረ : መልእክተ : ዲቆናስ : በውስተ : ሐዲስ : ሕግ : እኮ : ከመዝ

፪፻፵፫

ቀጠጅ : ፲ወ፬ቱ : ወናሁ : ይደሉ : ከመ : ይኩን : ፯ : ዲያቆናት : ወለእመ : ኢኮንት : ሀገር : ሀባዩ : ወእመለ : ሀገረ : ሀባዩ : ኮንት : ጥቀ : በእምጣን : ሠምረ : ልበ : ሊቁ :

፪፻፵፬

ጅወዘ : መጽሐፈ : አብረክስስ : ዘኒቅያ : ጅወ፯ : ወይሠየሙ : ዲያቆናት : ፯ : በእምጣን : ይትከህላ : ለቤተ : ክርስቲያን : ወይሴባዩ : እምቤተ : ክርስቲያን : ወካልእንስ : ይኩን : ተእዛዝያን :

፪፻፵፭

በስ : ፶ወ፯ቱ : ወይኩን : ዲያቆን : ዘተኅርዩ : አምን : ሠስስቱ :

፪፻፵፮

ሣልስ : በእንተ : ሥርዓቱ : ድስቅ : ህወ፯ቱ : ወይኩን : ካዕበ : ዲያቆናት : ዘእንበለ : ነውር : በእምሳለ : ኤዲስቆጶስ : ወያክብርዎሙ : ክብረ : ብዙን : ወይኩን : ፍጹማን : በክህነቶሙ ለቤተ : ክርስቲያን : በዘይክሉ : ገቢረ : ህእንበለ : ኅፍረት : ዘ፮ : ወይቁም : ዲያቆን : ዘይትሰእኮ : ለኤዲስቆጶስ : በንጽሕ : ውስተ : ነሱ : ግብር : ዘእንበለ : ኒስ : ዘከመ : ይትሰእኮ : ለክርስቶስ : ወኢይግበር : ምንተኒ : በፈቃዱ : ዘእንበለ : በሥምረተ : እቡሁ : ዘውእቱ : ኤዲስቆጶስ : በኩሉ : ዘይኤዝዞ : ኪያሁ : ዘ፶ቱ : ወለየሀልወ : ምስሊክሙ : ኦ : ኤዲስቆጶሳት : ቀሳውስት : ወዲያቆናት : ኅበ : መንበረ : ፍትሕ :

ዲያቆናት : ቁመው : ሳሉ : ፳፫ = እስቀድመን : እንደተናገርንና : እንዳልን : ይመረጥ = ከዚህ : በኋላ : ኤዲስቆጶስ : ብቻ : እጁን : ይሚንበት : ቀሳውስት : የሚተባበሩትን : ቅስና : ይህ : ዲያቆን : ይቀበል : ዘንድ : እይሾምምና : የኤዲስቆጶሱን : ትእዛዝ : ይሠራ : ዘንድ : ነው : እንጂ :

፪፻፵፪

ቀጠጅ : ፲፩ = ሥርዋጽ : በሮማውያን : መጽሐፍ : እለ = ዲያቆን : ፳፭ : ዓመት : ሳይሆነው : እስቀድሞ : እይሾም : እለ = ይህም : በሐዲስ : ሕግ : ውስጥ : ለዲያቆን : የታዘዘው : ነው : በብሉይ : ሕግ : ያለው : የሌዋውያንም : ሥርዓት : ከዚህ : ዕድሜ : ካልደረሰ : የደብተራ : ኦሪትን : ሥራ : እንዳይሠራ : ያላል : ከዚህ : ዘመን : በኋላ : ካልሆነ : በቀር : ለሰው : በኅ : ነገሮች : ሊመጡለት : አይቻለውም : የዲቁና : አገልግሎት : ሥራ : ግን : በሐዲስ : ሕግ : ውስጥ : እንደዚህ : አይደለም :

፪፻፵፫

አገሪቱ : ታላቅ : ካልሆነች : ዲያቆናት : ፯ : ሊሆኑ : ይገባል = አገሪቱ : አጅግ : ታላቅ : ብትሆን : ግን : አለቃው : እንደወደደ : መጠን : ሊሆኑ : ይገባል :

፪፻፵፬

፳፱ : መጽሐፈ : አብረክስስ = ኒቅያ : ፳፯ = ቤተ : ክርስቲያን : በሚቻላት : መጠን : ፯ : ዲያቆናት : ይሾሙ : ከቤተ : ክርስቲያንም : ሀብት : ይመገቡ = ሌሎቹ : ግን : ታዛዦች : ይሁኑ :

፪፻፵፭

በስ : ፶፯ = ዲያቆን : ክሦስት : ሰዎች : የተመረጠ : ይሁን :

፪፻፵፮

፫ተኛ : ስለ : ሥርዓቱ : ይናገራል = ድስቅ : ህ፯ = ዳግመኛም : ዲያቆናት : በኤዲስቆጶስ : እምሳል : ያለነውር : ይሁኑ = ፍጹም : ክብርንም : ያክብሩዋቸው = ያለ : ኃፍረት : ሥራን : በሚችሉ : ገንዘብ : ለቤተ : ክርስቲያን : በክህነታቸው : ፍጹማን : ይሁኑ = ፳ : ኤዲስቆጶሱን : የሚያገለግሰው : ዲያቆን : በሥራው : ሁሉ : በንጽሕና : ያስ : ነቀፍ : ክርስቶስን : የሚያገለግል : እንደ : መሆኑ : ጸንቶ : ይኑር = ያለ : እባቱ : ፈቃድ : ይኸውም : ኤዲስቆጶስ : ነው : አርሱን : በሚያዘው : ሁሉ : በፈቃዱ : ምንም : ምን : እይሥራ = ፯ = ኤዲስቆጶሳት : ሆይ : በፍርድ : እደባባይ : ቀሳውስትና : ዲያቆናት : አብረዋችሁ : ይኑሩ :

አገተጽ ፡ ፯ ።

ሰለ ፡ ዲያቆናት ።

፪፻፵፯ በደስ ፡ ኗተ ፡ ወዲያቆንሰ ፡ ከመ ፡ ዘይትሰለክ ፡ ለአግዚአብሔር ፡ ይትሰለኮ ፡ ለኤዲቆቆስ ፡ ጭሰቀሳውበት ፡ በኩሉ ፡ ግብር ፡ ወአኮ ፡ በጊዜ ፡ ቅዳሴ ፡ ባሕታተ ፡ አላ ፡ ይትሰለኮ ፡ ነበ ፡ ድውያንኒ ፡ ዘሐመ ፡ እምነ ፡ ሕዝብ ፡ እሰ ፡ አልበመ ፡ ሐዋጺ ፡ ወያእምሮ ፡ ለኤዲቆቆስ ፡ ከመ ፡ ይጸሊ ፡ ሳዕሌሆመ ፡ አው ፡ ከመ ፡ ይፈኑ ፡ ሎመመፍቅደሙ ። ወዓዲ ፡ ሰሰብእ ፡ አለ ፡ በገቡአ ፡ ጽኑሳን ፡ ወይትሰለኮመ ፡ ሰካልአንሂ ፡ እሰ ፡ ይመጸውትዎሙ ፡ እመቅደስ ፡ ወመኳንንት ፡ ወያደልዎሙ ፡ ከመ ፡ የሀቡ ፡ ሰዕበራት ፡ ወእንሰ ፡ ግውታ ፡ ወለነዳያን ፡ ወከመዝ ፡ ይፈጽም ፡ ኩሎ ፡ መልእኮተተ ፡ ወዝንቲ ፡ ውእቲ ፡ ዘበእግን ፡ ዲያቆን ፡ ዘይቤ ፡ ክርስቶስ ፡ በእንቲአሁ ፡ ወስዘሊተ ፡ ተልእከኒ ፡ ያክብሮ ፡ እቡየ ።

፪፻፵፰ ድስቅ ፡ ፲ወ፪ተ ፡ ወያንብብ ፡ ወንጌላ ፡ እመሂ ፡ ዲያቆን ፡ ወእመሂ ፡ ቀሲስ ፡ ወየሐውጸመ ፡ ስሕዝብ ፡ ከመ ፡ ኢይደቅሱ ፡ ወኢይኑመ ፡ ፩ሂ ፡ አው ፡ ኢይስሐቁ ፡ አው ፡ ከመ ፡ ኢይሳሰቁ ፡ ሳዕሰ ፡ ቢጸመ ፡ ወይሥርዎሙ ፡ ለሕዝብ ፡ በከመ ፡ ተነግረ ፡ በእንቀጸ ፡ ቅዳሴ ፡ ርሰጠብ ፡ ሻወ፪ተ ፡ ወይዑር ፡ ጽዋዐ ፡ ሰእመ ፡ ኮኑ ፡ ቀሳውስት ፡ ዘኢየአክሉ ፡ በደስ ፡ ሻወ፩ዱ ፡ ወያቅርብ ፡ ቍርባነ ፡ ስሕዝብ ፡ ሶበ ፡ ተበውሐ ፡ ሎቲ ፡ ርሰጣ ፡ ሻወ፯ተ ፡ ወይመጡ ፡ አውሎጊያ ፡ በአዴቡ ፡ በጊዜ ፡ ምሳሕ ፡ ለእመ ፡ ኢሀሎ ፡ ኤዲቆቆስ ፡ አው ፡ ቀሲስ ፡ ህየ ።

፪፻፵፱ በደስ ፡ ሻወ፬ተ ፡ ወአልቡቲ ፡ ሰዲያቆን ፡ ሥልጣን ፡ ከመ ፡ ይምሀር ፡ ወያጥምቅ ፡ አው ፡ ይቀድስ ፡ ወይባርክ ፡ ሕዝብ ፡ አላ ፡ ይፀመድ ፡ ለመልእክት ፡ ምስለ ፡ ኤዲቆቆስ ፡ አው ፡ ምስለ ፡ ቀሲስ ፡ ወይፈጽም ፡ መልእክተ ፡ ዲቁና ።

፪፻፶ፀ ርሰጣ ፡ ሻወ፭ተ ፡ ወኢየሀብ ፡ አውሎጊያ ፡ አላ ፡ ውእቲ ፡ ይንግእ ፡ እምኤዲቆቆስ ፡ አው ፡ እምቀሲስ ፡ ወኢይፀር ፡ ቍርባነ ፡ ወሶበ ፡ ያረ ፡ ኤዲቆቆስ ፡ አው ፡ ቀሲስ ፡ ውእቲስ ፡ ይመጡ ፡ ጽዋዐ ፡ ስሕዝብ ፡ አኮ ፡ ውእቲ ፡ ካህን ፡ አላ ፡ ሳኦክ ፡ ካህናት ፡ ጴጥ ፡ ወኢያንብር ፡ አዴቡ ፡ ወኢይመጡ ፡ ቍርባነ ፡ ሰዘይትሌዐሎ ፡ አላ ፡ የአዝዝ ፡ ዘይቲሕትዎ ፡ ሰመልእክተ ፡ ቢተ ፡ ክርስቲያን ።

፪፻፶፱ በደስ ፡ ፳ ። ዲያቆን ፡ ግን ፡ አግዚአብሔርን ፡ አንደሚያገሰግል ፡ ኤዲቆቆስንና ፡ ቀሳውስቲን ፡ በሥራው ፡ ሁሉ ፡ ያገልግል ፡ በቅዳሴ ፡ ጊዜ ፡ ብቻ ፡ አይደለም ፡ ከሕዝቡ ፡ ወገን ፡ ታመሙ ፡ ጠያቂ ፡ ወይሌላቸው ፡ ድውያንም ፡ ይላከው ፡ አንጂ ፡ ይጸልዩላቸው ፡ ዘንድ ፡ ወይም ፡ የሚሹትን ፡ ይልክላቸው ፡ ዘንድ ፡ ለኤዲቆቆስ ፡ ያስረዳው ። ዳግመኛም ፡ በገቡአ ፡ ለተቸገሩ ፡ ሰዎች ፡ ከካዘናቱና ፡ ከመኳንንቲ ፡ ወገን ፡ ሰሚመጸውቷቸው ፡ ለሌሎችም ፡ ይላካቸው ። ለባልቴቶችና ፡ እናት ፡ እባት ፡ ለሞቱባቸው ፡ ለድሆቹም ፡ ለሲጡ ፡ ይገባቸዋል ። መልእክቱን ፡ ሁሉ ፡ እንዲህ ፡ አድርጎ ፡ ይፈጽም ። እኔን ፡ ያገሰገለኝን ፡ እባቴ ፡ ያክብረዋል ፡ ብሎ ፡ ክርስቶስ ፡ የተናገረሰት ፡ እውነተኛ ፡ ዲያቆን ፡ ይህ ፡ ነው ። (ዮሐ ፡ ፲፪ ፡ ፳፮) ።

፪፻፶፲ ድስቅ ፡ ፲፪ ። ዲያቆንም ፡ ቢሆን ፡ ቄስም ፡ ቢሆን ፡ ወንጌልን ፡ ያንብብ ፡ ዲያቆንም ፡ እንዳያንገላቸው ፡ እንዳይተኙም ፡ እንዳይስቁ ፡ በባልንጀሮቻቸውም ፡ እንዳይዘብቱ ፡ ሕዝቡን ፡ ይገብኛቸው ። በእንቀጸ ፡ ቅዳሴ ፡ እንደተነገረ ፡ (ፍት ፡ ነገ ፡ ፲፪ ፡ ፬፻፸፫) ። ሕዝቡን ፡ ያስተናብራቸው ፡ ርሰጠብ ፡ ፩ ። ቀሳውስት ፡ የሚያንሱ ፡ ቢሆን ፡ ጽዋውን ፡ ይያዝ ። በደስ ፡ ሻወ፩ ። በተፈቀደሰት ፡ ጊዜ ፡ ለሕዝቡ ፡ ሥጋውንና ፡ ደሙን ፡ ያቍርብ ፡ ርሰጣ ፡ ሻወ፯ ። በምሳ ፡ ጊዜ ፡ ኤዲቆቆስ ፡ ወይም ፡ ቄስ ፡ ከዚያ ፡ ባይኖር ፡ በእጁ ፡ አውሎጊያን ፡ (ጸዲቁን) ፡ ይሰጥ ።

፪፻፶፲፱ በደስ ፡ ሻወ፪ ። ዲያቆን ፡ ያስተምርና ፡ ያጠምቅ ፡ ዘንድ ፡ ወይም ፡ ይቀድስና ፡ ሕዝቡን ፡ ይባርክ ፡ ዘንድ ፡ ሥልጣን ፡ የለውም ። ከኤዲቆቆስ ፡ ወይም ፡ ከቄስ ፡ ጋር ፡ ሰማገልገል ፡ የተጋደሁን ፡ እንጂ ፡ የዲቁናውንም ፡ አገልግሎት ፡ ያፈጽም ፡ እንጂ ።

፪፻፶፻ ርሰጣ ፡ ሻወ፫ ። ሥጋውን ፡ አያቀብል ። እርሱ ፡ ከኤዲቆቆስ ፡ ወይም ፡ ከቄስ ፡ ይቀበል ፡ እንጂ ። ቍርባነን ፡ እይሸከም ። ኤዲቆቆስ ፡ ወይም ፡ ቄስ ፡ ቍርባነን ፡ በያዘ ፡ ጊዜ ፡ እርሱ ፡ ግን ፡ ለሕዝቡ ፡ ደሙን ፡ ያቀብል ። የካህናት ፡ አገልጋይ ፡ ነው ፡ እንጂ ፡ እርሱ ፡ ካህን ፡ አይደለም ። ጴጥ ፡ በእንብሮተ ፡ አድ ፡ እይባርክ ። ሰሚበልጠውም ፡ ደሙን ፡ አያተብል ። ቢተ ፡ ክርስቲያንን ፡ ሰማገልገል ፡ ከእርሱ ፡ የሚያንሱትን ፡

፪፻፶፩ ዘኒቅያ : ፲ወጲቲ፡ አይደልም፡ ለዲያቆናት ፡
ከመ ፡ ይንበሩ ፡ በቅድመ ፡ ቀሳውስት ፡ ወእበገ
በዋቲዎሙ ፡ ወእበውጣጢ ፡ ምሥዋሶ ፡ ወእበ
አፍኦ ፡ እምኔሁ ፡ ዘእንበለ ፡ በትእዛሙ ።

፪፻፶፪ ዘጳወጽዬ ፡ ወሊቀ ፡ ዲያቆን ፡ ይቀም ፡ እምድ
ኅረ ፡ ኦጲስቆጶስ ፡ በጊዜ ፡ ጸሎት ፡ ወበገቦሁ ፡
ከመ ፡ ዘይንእስ ፡ ወበባኬ ፡ ነሱ ፡ ጸሎት ፡ ወግ
ብራተ ፡ በተ ፡ ክርስቲያን ፡ ወነሱ ፡ ዘይከው
ንሂ ፡ እምዲያቆናት ፡ እለ ፡ ታሕተ ፡ እዴሁ ፡
ተጋእዞ ፡ ወተፋትሐ ፡ ይምትር ፡ ማእከሊሆሙ ፡
ወእያሰርግ ፡ ምንተኒ ፡ እምነ ፡ ወእቲ ፡ ኅበ ፡
ኦጲስቆጶስ ፡ እስመ ፡ እሙንቲ ፡ ታሕተ ፡
ፍትሐ ፡ ወውእቲ ፡ ሊቀ ፡ ጸሎት ፡ ፍጹም ፡ ወበ
ውስተ ፡ እዴሁ ፡ ይደሉ ፡ ከመ ፡ ይኩን ፡ ግብረ ፡
ቤተ ፡ ክርስቲያን ፡ ነሱ ፡ ከመ ፡ ኢያፍልስ ፡
ክብረ ፡ ዘእሁ ።

፪፻፶፫ ዘጳወጽቲ ፡ ወእይትለዐል ፡ መልሰልቲሁ ፡ ዘእን
በለ ፡ ኦጲስቆጶስ ፡ ባሕቲቲ ፡ እስመ ፡ ወእቲ ፡
ሊቀ ፡ ካህናት ፡ ወኮራ ፡ እበስኮቤስኒ ፡ ይኩን ፡
በመዓርግ ፡ ከመ ፡ ጀኢ ፡ እይዋሁ ፡ ወጀኢ ፡ ከነ
ራሁ ፡ ሰኢጲስቆጶስ ፡ ወሶበ ፡ የሐውር ፡ ኅበ ፡
ቤተ ፡ ክርስቲያን ፡ አው ፡ ኅበ ፡ ካልእ ፡ ይደሉ ፡
ከመ ፡ ይኩን ፡ ሊቀ ፡ ዲያቆን ፡ በየማኑ ፡ ወካል
አንሂ ፡ በዐጋሙ ፡ ወውእቲ ፡ ማእከሊሆሙ ፡
ከመ ፡ አብ ፡ ማእከሰ ፡ ወሱዲ ፡ ወእይደልም ፡
ለኦጲስቆጶስ ፡ የአዝዝ ፡ ባሕቲቲ ፡ ምንተኒ ፡
እምካህናት ፡ ዘእንበለ ፡ ሊቀ ፡ ዲያቆን ፡ እስመ ፡
ውእቲ ፡ ሐፃኔ ፡ ሀገር ፡ ወውእቲ ፡ የእምርሙ ፡
ሰሕዝብ ፡ ወሊቅ ፡ በውስተ ፡ ጸሎት ፡ ወእቲ ፡
ውተመሳሊ ፡ በነሱ ።

፪፻፶፬ ራብስ ፡ ዘእንተ ፡ ተአዝዞቲ ፡ በደስ ፡ ቆ ፡ ወይሥ
ራስ ፡ ዲያቆን ፡ ዘይከል ፡ ሠሪዎቶ ፡ ወይንግሮ ፡
ለኦጲስቆጶስ ፡ ግብራተ ፡ ዐበያተ ፡ ከመ ፡ ይሥ
ራስ ፡ ወእቲ ፡ በምክረ ፡ ሕሊናሁ ፡ ወይኩን ፡
ሊቀ ፡ ዲያቆናት ፡ ሰኢጲስቆጶስ ፡ ከመ ፡ ስዝን ፡
ወዓይን ፡ ወእፍ ፡ ወየሀሉ ፡ ምስሌሁ ፡ በጅ ፡ ልብ
ከመ ፡ ይኩን ፡ ባእያስተሐምም ፡ ዘእንበለ ፡
ግብራት ፡ ዐበያን ፡ በከመ ፡ እምከሮ ፡ የቶር ፡
ሐሙሁ ፡ ለሙሴ ፡ በእንተ ፡ ሠሪሀ ፡ ፍትሕ ፡
ማእከለ ፡ ደቂቀ ፡ እስራኤል ፡ ወተወክፈ ፡
ፆ ከረ ፡ ዚእሁ ፡ ወእሠነየ ፡ ደንሪታ ።

ይዘዝ ፡ እንጂ ።
፪፻፶፭ ኒቅያ ፡ ፲፮ ። ዲያቆናት ፡ ባቀሳውስት ፡ ፊት ፡
ባጠገባቸውም ፡ በዚተ ፡ መቅደስ ፡ ውስጥ ፡ ከር
ሱም ፡ ውጭ ፡ ቢሆን ፡ አይቀመጡ ፡ በነርሱ ፡
ትእዛዝ ፡ ካልሆነ ፡ በቀር ።

፪፻፶፪ ሊቀ ፡ ዲያቆን ፡ በጸሎት ፡ ጊዜ ፡ ከኦጲስቆጶስ ፡
በኋላ ፡ በእጠገቡ ፡ ይቀም ። ትንሽ ፡ እንደመ
ሆኑ ፡ የጸሎት ፡ ሁሉና ፡ የቤተ ፡ ክርስቲያንን ፡
ሥራዎች ፡ ሰባኪ ፡ እንደመሆኑ ፡ መጠን ። ከሥ
ልጣኑ ፡ በታች ፡ ካሉ ፡ ዲያቆናት ፡ የሚሆነው
ንም ፡ ጡብ ፡ ክርክር ፡ ይወስን ። ከርሱ ፡ ወደ ፡
ኦጲስቆጶስ ፡ ምንም ፡ እይውሰድ ። እነርሱ ፡
ከሥልጣኑ ፡ በታች ፡ ናቸውና ። ፍጹም ፡ የጸ
ሎት ፡ እሊቃ ፡ ነው ። መዓርጉን ፡ እንዲያዋርድ ፡
የቤተ ፡ ክርስቲያን ፡ ሥራ ፡ ሁሉ ፡ በእጁ ፡
ሊሆን ፡ ይገባል ።

፳፪ ። ከኦጲስቆጶስ ፡ ብቻ ፡ በቀር ፡ በበላዩ ፡
ከፍ ፡ አይበል ፡ ሊቀ ፡ ካህናት ፡ ነውና ። ምክ
ትል ፡ ኦጲስቆጶስም ፡ በመዓርግ ፡ ለኦጲስቆ
ጶስ ፡ እንደ ፡ ሁለት ፡ እጆቹና ፡ እንደ ፡ ሁለት ፡
ከንፎቹ ፡ ይሁን ። ወደ ፡ ቤተ ፡ ክርስቲያን ፡
ወይም ፡ ወደ ፡ ሌላ ፡ በሃደ ፡ ጊዜ ፡ ሊቀ ፡ ዲያቆን
በቀኙ ፡ ሌሎቹም ፡ በግራው ፡ ሊሆኑ ፡ ይገባል ።
እርሱ ፡ በነርሱ ፡ መካከል ፡ ነው ። አባት ፡ በል
ጆቹ ፡ መካከል ፡ እንደሆነ ፡ ኦጲስቆጶስ ፡ ከሊቀ
ዲያቆን ፡ በቀር ፡ ከካህናት ፡ ወገን ፡ ብቻውን ፡
ሊያዝዝ ፡ አይገባውም ፡ አገር ፡ አሳዳሪ ፡ ነውና ፡
እርሱም ፡ ሕዝቡን ፡ የውቃቸዋል ። በጸሎት ፡
ጊዜ ፡ አሊቃ ፡ ነው ። በሁሉም ፡ የሚመሰል ፡
ነው ።

፳፻፬ ፀተኛ ፡ ስለ ፡ መታዘዙ ፡ ይናገራል ። በደስ ፡ ቆ ።
ዲያቆን ፡ ሊሠራ ፡ የሚችለውን ፡ ይሥራ ።
በርሱ ፡ ፈቃድ ፡ ይሠራ ፡ ዘንድ ፡ ታላላቆቹን ፡
ሥራዎች ፡ ለኦጲስቆጶስ ፡ ይንገረው ። ሊቀ ፡
ዲያቆናት ፡ ሰኢጲስቆጶስ ፡ እንደ ፡ ጆሮና ፡ እንደ
ዓይን ፡ እንደ ፡ እፍም ፡ ይሁነው ። በአንድ ፡
ልብ ፡ ከርሱ ፡ ጋር ፡ ይኑር ፡ ከታላቆቹ ፡ ሥራ
ዎች ፡ በቀር ፡ የማይጨነቅ ፡ እንዲሆን ፡ በእስራ
ኤል ፡ ልጆች ፡ መካከል ፡ ፍርድን ፡ ለማከናወን ፡
አማካ ፡ የቶር ፡ ሙሴን ፡ እንዲማከረው ፡ እር
ሱም ፡ ምክሩን ፡ ተቀብሎ ፡ ፍጹሟዎን ፡ እና
መረ ።

አንቀጽ ፡ ፮ ፡

፪፻፶፭ ሥርዋጽ ፡ ውስተ ፡ ፩ ፡ ለመጻሕፍተ ፡ ሮም ፡
ዘጅወጂ ፡ ወኢይቅንቱ ፡ ሐቋሆሙ ፡ ዲያቆናት ፡
በዝናር ፡ በጊዜ ፡ ጸሎት ፡ እስመ ፡ እሙንቱ ፡
ግዑዛን ፡ ወኢይቀንዮሙ ፡ ዘእንበለ ፡ እግዚእን ፡
ኢየሱስ ፡ ክርስቶስ ፡ ንጉሠ ፡ ኰሉ ፡ ወአምላክ ፡
ኰሉ ፡ ወክብሮሙ ፡ ለዲያቆናት ፡ ይትዓወቅ ፡
በዝንቱ ፡ እምካልአኒሆሙ ፡ ወገንቱ ፡ አንቀጽ ፡
ዘእንበለ ፡ ግዘት ፡

፪፻፶፮ ዘሰወቆቱ ፡ ወይደልወክሙ ፡ ለ ፡ ዲያቆናት ፡
ክመ ፡ ተሐውጽዎሙ ፡ ለጽኑባን ፡ ወትንግር
ዎሙ ፡ ለኤዲስቆጶሳቲክሙ ፡ ግብረ ፡ ተጽና
ሶሙ ፡ ለጽኑባን ፡ እስመ ፡ ለክሙ ፡ ይደልወ
ከሙ ፡ ከመ ፡ ትኩኑ ፡ ሎቱ ፡ ነፍስ ፡ ወሥጋ ፡
በኰሉ ፡ ግብር ፡ ወትትእዘዙ ፡ ሎቱ ፡ ወትፈ
ጽሙ ፡ ትእዛዛቲሁ ፡ ክመ ፡ ለብ ፡ ወመኩንን ፡
ወመምህር ፡

፪፻፶፯ በደስ ፡ ፯ ፡ ወእመ ፡ ወሀበ ፡ ዲያቆን ፡ ለ፩ሂ ፡
ንዋዩ ፡ በእንተ ፡ ከዋኖቱ ፡ ጽኑስ ፡ ወኅብእ ፡
እምኤዲስቆጶስ ፡ ወአበተዋደይዎ ፡ ኅበ ፡ ኤዲ
ስቆጶስ ፡ ወናሁ ፡ ረሰይዎ ፡ ፅሩቦ ፡ እምነ ፡ ጽኑ
ላን ፡ ወይትሀወኩ ፡ ሕዝብ ፡ በእንጉርጉሮ ፡
ላዕሌሁ ፡ ወአኮ ፡ ላዕሌሁ ፡ ባሕቲቱ ፡ አላ ፡
ላዕለ ፡ እግዚአብሔር ፡ ወይበምዕ ፡ በውእቱ ፡
ወበውእቶሙ ፡ በከመ ፡ ለምዕ ፡ በአሮን ፡ ወበእ
ኅቱ ፡ ኅበ ፡ ተናገረ ፡ በእንተ ፡ ሙሴ ፡ እንዘ ፡
ይብል ፡ ለምንት ፡ እፈራህከሙ ፡ ሐምዮቶ ፡
ለሙሴ ፡ ቀላዲዩ ፡

፪፻፶፰ ረስጣ ፡ ፲፬፻፳፮ ፡ ወይኩኑ ፡ ዲያቆናት ፡ ገባር
ያነ ፡ ግብር ፡ ሠናይ ፡ በሌሊት ፡ ወበመዓልት ፡
ውስተ ፡ ኰሉ ፡ መካን ፡ ዘስ ፡ ይትለእክ ፡ ሠናዩ ፡
ዘእንበለ ፡ ኃጢአት ፡ ውእቱ ፡ ይረብኅ ፡ ወይነ
ሥእ ፡ መክፈልተ ፡ ሠናዩ ፡

፪፻፶፱ ኃምስ ፡ ምክንያት ፡ ዘያወድቆ ፡ እመዓርገ ፡
መልእክት ፡ እሐዱ ፡ እምኒሆሙ ፡ ዘተነግረ ፡
በእንቀጽ ፡ ኤዲስቆጶስ ፡ ወቀሲስ ፡ ለኰሉ ፡ ወው
እቱ ፡ ዘይመትር ፡ ኰሉ ፡ ዲያቆናተ ፡ ዘአጥረዩ ፡
ዘንተ ፡ መዓርገ ፡ በሕልያን ፡ አው ፡ በኅይል ፡
አው ፡ በትምይንት ፡ አው ፡ በአስፍዎ ፡ ከመ ፡
የሀብ ፡ ሕልያነ ፡ አው ፡ በነሢአ ፡ ሢመት ፡ ፪ተ ፡
ጊዜ ፡ እው ፡ ዘአውበበ ፡ ፪ተ ፡ አንስተ ፡ አው ፡
ዘያዘልፍ ፡ ስካረ ፡ ወይትጌበር ፡ እከያተ ፡ ወይነ
ብር ፡ በኅዲገ ፡ ገቢረ ፡ ሠናይ ፡ እው ፡ ዘኅሠሠ ፡

ስለ ፡ ዲያቆናት ፡

፪፻፶፭ ሥርዋጽ ፡ ከሮም ፡ መጽሐፍ ፡ በአንዱ ፡ ውስጥ ፡
በጽጌኛው ፡ አንቀጽ ፡ እንዲህ ፡ ይላል ፡ በጸሎት
ጊዜ ፡ ዲያቆናት ፡ ወገባቸውን ፡ በዝናር ፡ አይታ
ጠቁ ፡ እነርሱ ፡ ነጻ ፡ ናቸውና ፡ የሁሉ ፡ ንጉ
ሥና ፡ የሁሉ ፡ አምላክ ፡ ከሚሆን ፡ ከጌታችን ፡
ከኢየሱስ ፡ በቀር ፡ የሚገዛቸው ፡ የለም ፡ የዲያ
ቆናት ፡ ከብራቸው ፡ ከሌሎቹ ፡ በዚህ ፡ ይታወ
ቃል ፡ ይህም ፡ ያልተወገዘበት ፡ አንቀጽ ፡
ነው ፡

፪፻፶፮ ሰፊ ፡ ዲያቆናት ፡ ሆይ ፡ የተቸገሩትን ፡ ልትገብ
ኙዋቸው ፡ የተቸገሩትንም ፡ የቸግራቸውን ፡
ግዳጅ ፡ ለኤዲስቆጶሶቻችሁ ፡ ልትነግሩዋቸው ፡
ይገባችኋል ፡ በሥራው ፡ ሁሉ ፡ እንደ ፡ ነፍሱና ፡
እንደ ፡ ሥጋ ፡ ትሆኑለት ፡ ዘንድ ፡ ትታዘዙለት ፡
ዘንድ ፡ ትእዛዙንም ፡ ትፈጽሙለት ፡ ዘንድ ፡
ይገባችኋልና ፡ አባት ፡ ገዥ ፡ መምህር ፡ እንደ
መሆኑ ፡ መጠን ፡

፪፻፶፯ በደስ ፡ ፯ ፡ ዲያቆን ፡ ለአንዱ ፡ ስለ ፡ ችግሩ ፡
ገንዘብ ፡ ቢበጥ ፡ ይህንኑም ፡ ከኤዲስቆጶሱ ፡
ቢሸሸግ ፡ ከኤዲስቆጶሱ ፡ ዘንድ ፡ ቢከሱት ፡
እነሆ ፡ ከችግረኞቹ ፡ ይልቅ ፡ ችግረኛ ፡ አይ
ረጉት ፡ ሕዝቡ ፡ በማንገራገራት ፡ በርሱ ፡ ላይ ፡
ይታወካሉ ፡ በርሱ ፡ ብቻ ፡ የሚታወኩ ፡ አይደ
ለም ፡ በእግዚአብሔርም ፡ ላይ ፡ ነው ፡ እንጂ ፡
በርሱና ፡ በነርሱ ፡ መካከል ፡ ይሰማል ፡ ወዳ
ጀን ፡ ሙሴን ፡ ስታሙት ፡ ለምን ፡ አልፈራች
ሁም ፡ ሲል ፡ በተናገረበት ፡ ጊዜ ፡ በአሮንና ፡ በእ
ኅቱ ፡ እንደ ፡ ሰማ ፡ (ዘኁ ፡ ፲፪ ፡ ፪-፮) ፡

፪፻፶፰ ረስጣ ፡ ፲፮ ፡ ዲያቆናት ፡ መልካም ፡ ሥራን ፡
በመዓልትም ፡ በሌሊትም ፡ በቦታው ፡ ሁሉ ፡
የሚሠሩ ፡ ይሁኑ ፡ ያለ ፡ ኃጢአት ፡ በኅ ፡ ማገ
ልገልን ፡ ያገለገለ ፡ ይህ ፡ ይጠቀማል ፡ በኅ ፡
ድርሻንም ፡ ይቀበላል ፡

፪፻፶፱ ፩ኛ ፡ ክእንልግሎት ፡ መዓርግ ፡ የሚያሸረውን ፡
ምክንያት ፡ ይናገራል ፡ ከነርሱ ፡ አንዱ ፡ ለሁሉ
በአንቀጽ ፡ ኤዲስቆጶሳትና ፡ በአንቀጽ ፡ ቀባው
በት ፡ የተነገረ ፡ ነው ፡ ይኸውም ፡ ዲያቆናትን ፡
የሚሸር ፡ ነው ፡ በመማለጃ ፡ ይህን ፡ መዓርግ ፡
ገንዘብ ፡ ያደረገ ፡ ወይም ፡ በኅይል ፡ በተንኩል ፡
መማለጃን ፡ ይሰጥ ፡ ዘንድ ፡ ተሰፋ ፡ የሰጠ ፡
ወይም ፡ ሁለት ፡ ጊዜ ፡ ሹመትን ፡ የተቀበለ ፡
ወይም ፡ ሁለት ፡ ሚስት ፡ ያገባ ፡ ወይም ፡ ዘወ
ትር ፡ የሚለክርና ፡ በኅውን ፡ ሥራ ፡ ትቶ ፡ ከፋ

ለገብ፡ ፮ =

እምዘይሌቅሖ፡ ርዴ፡ እው፡ ዘይከውን፡ ስምዐ፡
 በሐሰት፡ እው፡ ዘየሐሚ፡ እው፡ ዘይገብር፡
 ትዕቢተ፡ እው፡ ዘይሰክብ፡ ምለለ፡ ዘማዊት፡
 ብእሊት፡ እው፡ ዘሐረ፡ ኅበ፡ ንጉሥ፡ ዘእን
 በሰ፡ ትእዛዘ፡ ሊቁ፡ እው፡ ዘዘበጠ፡ ፩ደሂ፡
 ለእፍርሆተ፡ ሰብእ፡ እው፡ ተወክፈ፡ ጥምቀተ፡
 እምዕልዋን፡ እው፡ ቀረበ፡ እምቀርባና፡
 እው፡ ጸለየ፡ ምስሌሆ፡ እው፡ ዘደኅረ፡ ብእ
 ሲቶ፡ በእንተ፡ ምክንያተ፡ ተልእኮ፡ ለእግዚእ
 ብሔር፡ እው፡ በእንተ፡ ምንኩስና፡ ወጽሙና፡
 እው፡ ዘተሥዕረ፡ በርትዕ፡ ወእምዝ፡ ተኅበሰ፡
 ላዕለ፡ መልእክቱ፡ እው፡ ዘእስተሐቀሮ፡ ለኤ
 ጲስቆጶስ፡ ዘዚእሁ፡ ወተፈልጠ፡ እምነ፡ ምሥ
 ዋዑ፡ ወገብረ፡ ምሥዋዑ፡ ባሕተቱ፡ ሶበኒ፡
 ጸውዖ፡ ወኢተላጥም፡ እው፡ ዘፈለሰ፡ እም
 ቤተ፡ ክርስቲያን፡ ኅበ፡ ካልእ፡ ቤተ፡ ክርስቲ
 ያን፡ ወእምዝ፡ ገብእ፡ ኅቤሃ፡ እው፡ ሐረ፡
 ኅበ፡ ነገድ፡ እው፡ ኅበ፡ ምንኩስና፡ ዘእንበለ፡
 መባሕተ፡ ኤጲስቆጶስ፡ ወመልእክቱ፡ ፈድ
 ፋደሰ፡ ለእመ፡ ሐረ፡ እንዘ፡ ወጉዝ፡ ወእቱ፡
 እው፡ ዘእብእ፡ ብእሊተ፡ ትክተ፡ ወሰተ፡
 ቤተ፡ ክርስቲያን፡ እው፡ ዘይሚጥዋ፡ ቀርባና፡
 እው፡ ዘይገብር፡ ተክሊል፡ ፩ደሂ፡ በጽሚት =

በለ፡ ዲያቆናት =

ትን፡ የሚያደርግ፡ ወይም፡ ካበደረው፡ ትር
 ፍን፡ የሚፈልግ፡ ወይም፡ በሐሰት፡ የሚመሰ
 ከር፡ ወይም፡ የሚያማ፡ ትዕቢትን፡ የሚያደ
 ርግ፡ ወይም፡ ከዘማዊቱ፡ ጋር፡ የሚተኛ፡
 ወይም፡ ያለ፡ እስቃው፡ ትእዛዝ፡ ወደ፡ ንጉሥ፡
 የሚሄድ፡ ወይም፡ ሰውን፡ ለማስፈራራት፡ እን
 ድን፡ ስንኳ፡ የሚማታ፡ ወይም፡ ከመናፍቃን፡
 ዘንድ፡ ጥምቀትን፡ የተቀበለ፡ ወይም፡ ከቀር
 ባናቸው፡ የቁረበ፡ ወይም፡ ከነርሱ፡ ጋር፡ የጸ
 ለየ፡ እግዚእብሔርን፡ በማገልገል፡ ምክንያት፡
 ወይም፡ በምንኩስናና፡ በተባሕትም፡ ምክን
 ያት፡ ሚስቱን፡ የፈታ፡ ወይም፡ በሚገባ፡ የተ
 ሻረ፡ ከዚህም፡ በኋላ፡ በእገልግሎቱ፡ ላይ፡
 የተደፋፈረ፡ ወይም፡ የራሱን፡ ኤጲስቆጶስ፡
 የእስተሐቀረ፡ ከቤተ፡ ክርስቲያንም፡ ተለ
 ይቶ፡ ብቻውን፡ ቤተ፡ ክርስቲያን፡ የሠራ፡
 በጠራውም፡ ጊዜ፡ ባይመጣ፡ ወይም፡ ክርሱ፡
 ቤተ፡ ክርስቲያን፡ ወደ፡ ሌላይቱ፡ ቤተ፡ ክርስ
 ቲያን፡ የተሰደደ፡ ከዚህም፡ በኋላ፡ ወደርሰዋ፡
 ቢመለስ፡ ወይም፡ ያለ፡ ኤጲስቆጶስ፡ ፈቃድ፡
 መገንድ፡ የሄደ፡ ወይም፡ የመነኩሰ፡ ይልቁ
 ንም፡ ተወግዞ፡ ሳለ፡ ቢሄድ፡ ወይም፡ ከግ
 ዳጅዋ፡ (ከደሚ)፡ ያልነጸቸውን፡ ሴት፡ ወደ፡
 ቤተ፡ ክርስቲያን፡ ያገባ፡ ወይም፡ ሥጋውንና፡
 ደሙን፡ የሚያቀብላት፡ ወይም፡ ለእንዲስ፡
 እንኳ፡ ተክሊልን፡ በሰውር፡ የሚያደርግ፡
 ይሻር =

፪፻፳፭ ወዝንቱ፡ ውፁእ፡ እምዘተነግረ፡ በእንቀጸ፡
 ካህናት፡ ወእምኔሁ፡ ዘተነግረ፡ በዝንቱ፡ እን
 ቀጽ፡ ወውእቶሙ፡ ፪ቱ፡ ግብራት = ፩ዱ፡ እም
 ኔሆሙ፡ እንቆራ፡ ፱ቱ፡ እመ፡ ተካየዱ፡ ላዕለ፡
 ነፍሶሙ፡ በጊዜ፡ ሢመቶሙ፡ ከመ፡ ውእቶሙ
 ይንበሩ፡ እንበለ፡ ብእሊት፡ ወእምዝ፡ እው
 ለቡ፡ እምድኅረ፡ ሢመቶሙ፡ ይትመተሩ፡
 እምሢመተ፡ ዲቁና =

፪፻፳፮ ይህ፡ በእንቀጸ፡ ካህናት፡ ከተነገረው፡ የወጣ፡
 ነው = (ፍት፡ ነ፡ ፱፡ ፳፪) = ክርሱም፡ በዚህ፡
 እንቀጽ፡ የተነገረ፡ ነው = እነዚህም፡ ሁለት፡
 ክፍሎች፡ ናቸው = ከነርሱ፡ እንዲ፡ እንቆራ፡
 ፱ = በተሾሙ፡ ጊዜ፡ ያለ፡ ሴት፡ ይኖሩ፡ ዘንድ፡
 ቢሳሉ፡ ከተሾሙም፡ በኋላ፡ ቢያገቡ፡ ከዲ
 ቁና፡ ሹመት፡ ይሻሩ =

፪፻፳፩ ወዳግምኒ፡ ዘኒቅያ፡ ፲ወ፩ዱ፡ ቀጠጅ፡ ፲ቱ፡
 ሶበ፡ ተእመነ፡ ዲያቆን፡ እምድኅረ፡ ሢመቱ፡
 ኅጢአቶ፡ ዘገብረ፡ ቀደሙ፡ ይሰደድ፡ ወኢይ
 ባእ፡ ወሰተ፡ መልእክተ፡ ቅዳሴ = ለእመሰ፡
 ነገረ፡ ባቲ፡ ወገሠጽዎ፡ ገሃደ፡ በውሰተ፡
 ጉባኤ፡ ይንበር በመፃርገ፡ ንፍቀ፡ ዲያቆን =

፪፻፳፩ ፪ኛ፡ ኒቅያ፡ ፲፩፡ ቀጠጅ፡ ፲ = ዲያቆን፡ ከተ
 ሾመ፡ በኋላ፡ ቀድሞ፡ የሠራውን፡ ኃጢአቱን፡
 ቢያምን፡ ይለይ፡ በቅዳሴም፡ ጊዜ፡ ለማገልገል
 እይግባ፡ ነገር፡ ግን፡ እርሷን፡ ቢናገር፡ በአደ
 ባባይም፡ በግልጽ፡ ቢረተት፡ በንፍቀ፡ ዲቁና፡
 መፃርግ፡ ይኑር =

አንቀጽ : ፰ ።

አንቀጽ : ሳምን ።

በአንተ : ንፍቀ : ዲያቆን : ወአናጉንስጢስ :
ወአንባቢ : ወዐጻዊ : ወመዘምር : ወዲያቆና
ዊት ።

፪፻፷፪

ወውለቱ : ሩቱ : አከፋል : ቀዳማዊ : በአንተ :
ሥርዓታት : ድልዋት : ይቤሉ : ሐዋርያት :
ረስጣ : ፲ወጅቱ : ይሠየም : አናጉንስጢስ :
አምድጎረ : ፈተንም : ቅድመ : አይኩን : አዝ
ዛኔ : ነገር : ወኢስካሬ : ወኢዘይነብብ : ስላቀ :
ወይኩን : ሎቱ : ሐረት : ሠናይ : ወመፍቀሬ :
ሠናያት : ወዘያፈጥን : ሐዊረ : ጎበ : ጉባኤ :
አንተ : በውስቴታ : ይዜክሩ : ግብረ : መስኮት :
ወይኩን : ተአዛዜ : ወዘያሜኒ : አንብቦ : ወየአ
ምር : ገጸ : ምንባብ : ወይተግህ : ለገቢሮቱ ።
ወያእምር : ከመ : ይደልዎ : ለአንባቢ : ይግ
በር : ዘያንብቦ : ወዘይመልእ : በአዕዛነ : ስማዕ
ያን : በዘይደሉ : ሎቱ : ወየአምር : ባህሉ : ቃሉ ።
ወለዘኒ : ይመልእ : በአዕዛነ : ካልእን : መፍ
ትው : ሎቱ : ከመ : ያእምር : ወይለቡ : ዘያን
ብብ : አኮኑ : ይጸሐፍ : ዝንቱ : ከዊነ : ኃጢ
አት : ሎቱ : ቅድመ : እግዚአብሔር ።

፪፻፷፫

ወይቤ : ጳውሎስ : ጤት : ፱ቱ : እምድጎረ :
ጸሐፊ : ሥርዓተ : ዲያቆናት : ወከማሁ : አንስ
ትኒ : ካዕበ : ይኩና : ንጹሐተ : ወንቱሐተ :
በሕሊናሆን : ወዘይትአመንዎን : ውስተ :
ኩሉ : ግብር : ወአይኩና : መስተጻጉጸተ ።
ዘ፲ወጅ : ወለእመ : ተጎረ : ዕቤረ : ጎረይ :
ዘኢየሐጽጽ መዋዕሊሃ : እምስሳ : ዓም : ወአ
ንተ : ተወስበት ለአሐዱ : ብእሲ : ወዘስምዐ :
ይከውኑ : ሳቲ : በምግባር : ሠናይ : ወዘአልጎ
ቀት : ውሉዳ : ወተወከፈት : ነግደ : ወሐጠበት :
እግረ : ቅዱሳን : ወተራጎርጎት : ሳዕለ : ጽዑ
ቃን : ወሐረት : በኩሉ : ምግባር : ሠናይ ።

፪፻፷፬

ድስቅ : ፲ወጁቱ : ወይጎረይ : ኤጲስቆጶስ : አን
ስተ : ቅዱሳተ : ወይሢሞን : ዲያቆናውያተ :
ለተልእኮ : አንስት : አስመ : አይደሉ : ከመ :
ይፈኑ : ዲያቆና : ጎበ : ቤተ : አንስት : በአንተ :
መፍቅደ : ጽዋሜሆን : ዘእንበለ : ዲያቆናዊት :
በአንተ : ዝንቱ ። ወዓዲ : በአንተ : ብእሲት :

ሰለ : ንፍቀ : ዲያቆን ።

አንቀጽ : ፰ ።

ሰለ : ንፍቀ : ዲያቆን : ሰለ : አናጉንስጢስና :
ሰለ : አንባቢ : ሰለ : በረኛውና : ሰለ : መዘ
ምር : ሰለ : ዲያቆናዊትም : ይናገራል ።

፪፻፷፪

ይኸውም : ፭ : ክፍል : ነው ። መጀመሪያው :
ሰለሚገቡ : ውሳኔዎች : ሐዋርያት : እንዲህ :
አሉ ። ረስጣ : ፲፮ : አናጉንስጢስ : አስቀድሞ :
በፈተኑት : በኋላ : ይሾም ። ነገር : የሚያበሃ :
አይሁን ። ስካራም : ዘበትንም : የሚናገር : አይ
ሁን ። በጎ : አኗኗር : ያለው : በጎንም : የሚ
ወድ : ነገር : መስኮት : ወደሚነገርበት : ጉባኤ :
የሚፋጠን : ይሁን ። ታዛዥ : እከናውኖ : የሚ
ያነብ : የንባብ : ስልት : የሚያውቅ : ለመሥ
ራት : የሚተጋ : ይሁን ። አንባቢ : የሚያነበ
ውን : መሥራት : እንዲገባውና : ሰርሱም :
በሚገባ : ገንዘብ : በሰሚዎች : ጆሮ : የሚያስረ
ዳውን : መሥራት : እንዲገባው : ይወቅ ።
ጎይለ : ቃሉን : ይወቀው : በሌሎቹ : ጆሮ : የሚ
ያስረዳውንም : የሚያነበው : ሰው : ሊያውቀ
ውና : ሊያስተውለው : ይገባል ። ይህን : እስ
ማወቁ : በእግዚአብሔር : ፊት : ኃጢአት :
ሆኖ : ይቆጠርበታልና ።

፪፻፷፫

ጳውሎስም : ጤት : ፱ : የዲያቆናትን : ሥር
ዓት : ከጸፈ : በኋላ : እንዲህ : አለ ። አንዲሁም :
ሴቶች : በአሳባቸው : ንጹሐችና : ንቁሐች :
በሥራውም : ሁሉ : የሚያምኑዋቸው :
ይሁኑ ። ነገር : አዋሳጆችም : አይሁኑ ። ፲፮ :
ዲያቆናዊትን : ልትሾም : ብትመርጥ : ዕድ
ሚዋ : ከሰላ : ዓመት : ያላነሰውን : አንድ :
ወንድ : ያገባችውን : በበጎ : ሥራ : ምስክር :
የሆኑላትን : ልጆቹን : ያሳደገችውን : እንግዳ :
የምትቀበለውን : የቅዱሳንን : (የመንገዶች
ቸን) : አግር : የምታጥበውን : ለተጨነቁት :
የምትራራውን : በበጎ : ሥራ : ሁሉ : የኖረች
ውን : ሹማት ።

፪፻፷፬

ድስቅ : ፲፮ : ኤጲስቆጶስ : ንጹሐቹን : ሴቶች :
መርጦ : ሴቶችን : ለማገልገል : ዲቆናን : ይሹ
ማቸው ። ሴቶች : ስለሚያሻቸው : ነገር :
በጣሩ : ጊዜ : ከዲያቆናዊቱ : በቀር : ዲያቆንኛ :
ወደ : ሴቶች : ቤት : ሊልክ : አይገባምና ። ስለ
ዚህና : ዳግመኛም : ስለሚያጠምቁት : ሴት :

አንቀጽ : ፳ ።

ሰለ : ንፍቀ : ዲያቆን ።

ዘያጠምቅዎ : ከመ : ትቅባኦ : እመሊያልዪሃ :
ወእምድጎረዝ : ይቅባኦ : ዲያቆን : ፍጽማ :
አምዘይት : ቅዱስ : እለመ : ኢይይሉ : ከመ :
ይንጽር : ብእሲ : ብእሲተ : ዕርቅተ : ወኢይግ
ሥሥዎን : ዘእንበለ በእንብሮ : እድ : ባሕ
ቲቲ ።

ሰውነቷን : ሜሮን : ትቀባ : ዘንድ : ንው ።
ከዚህ : በኋላ : ዲያቆን : ፈትዋን : ሜሮን : ይቅ
ባት ። ወንድ : የተራቆተችውን : ሴት : ማየት :
እይገባውምና ። በቃል : ብቻ : እንጂ : በእን
ብሮተ : እድ : አይሹሚቸው ።

፪፻፳፭ ዳግም : ከፍል : በእንቲ : ሢሙቲ : ረሰጣ :
ጅወጂቲ : በደስ : ጂቲ : በሰ : ማወጅቲ : አናጉንሰ
ሰጢስ : በጊዜ : ይሠየም : የሀቦ : ሎቲ : ኤጲስ
ቆጶስ : መጽሐፈ : ወንጌል : ቅድመ : ወኢያን
ብር : አይ : ላዕሌሁ : ወኢላዕለ : ንፍቀ : ዲያ
ቆን : ኢያንብር : እድ : አላ : ይግበር : ሎሙ :
ስመ : ከመ : ይትልውዎሙ : ለዲያቆናት ። ወለ
አመ : ኮን : ዘአልቡቲ : ብእሲት : ኢይሠየም :
ዘእንበለ : እመ : ኢኮንዎ : ስምዐ : ሎቲ : ከመ :
ርኑቅ : ውኦቲ : አምአንሰት ። ወለመዘምራንሂ
ካዕበ : ይባርከሙ : ኤጲስቆጶስ : ወኢያንብር :
አይ : ላዕለ : ድንግል : አላ : ምሥጢራ : ዛሕ
ቲታ : እንተ : ትራስያ : ድንግለ ።

፪፻፳፭ ሁለተኛው : ከፍል : ሰለ : ሹሙቲ : ይናገራል ።
ረሰጣ : ጅጂ : በደስ : ጂ ። በስ : ማጅ ። አናጉንሰ
ጢስ : በተሾመ : ጊዜ : ኤጲስቆጶስ : አስቀ
ድሞ : የወንጌልን : መጽሐፍ : ይሰጠው ። በር
ሱ : ላይ : አንብሮተ : እድ : አያድርግ ። በን
ፍቀ : ዲያቆንም : ላይ : አንብሮተ : እድ :
አያድርግ ። ዲያቆናትን : ያገለግሉ : ዘንድ : ስም
ያውጣላቸው : እንጂ ። ከሴት : የራቀ : አንይ
ሆን : ካልመሰከሩለት : በቀር : ሚስት : የሌ
ለቺው : ቢሆን : አይሾም ። መዘምራንም :
ዳግመኛ : ኤጲስቆጶስ : ይባርካቸው ። በድንግ
ሊቲ : ላይ : አንብሮተ : እድ : አያድርግ ።
ድንግል : የምታደርጋት : ሥራዋ : ብቻ : ናት :
እንጂ ።

፪፻፳፮ ሣልስ : ከፍል : በእንቲ : ሥርዐቶሙ : ድስቅ :
ቀዳማዊ : ንፍቀ : ዲያቆናትስ : ከመ : እንተ : ረዳእ
ያን : አናጉንሰጢስ : አንባቢ : እል : አብስሊድስ :
መዘምራን ። ዘ፲ወጂቲ : ወይቁም : አናጉንሰ
ጢስ : ውስተ : ማእከል : ላዕለ : መካን : ልዑል :
ወያንብብ : እመጸሕፍት : ብሊት : እምነሱ :
መጸሕፍት : በበጃቲ : ከፍል : ወይዘምና : ካል
አጎየሙ : እመዝሙር : ዳዊት : ወይቁሙ :
በጸውተ : ጎዋጎውኒ : ካዕበ : ውስተ : መካን :
ምብዋእሙ : ለእደው : ወይዕቀብዋ ።

፪፻፳፮ ሦስተኛው : ከፍል : ሰለ : ሥርዓታቸው : ይናገ
ራል ። ድስቅ ። መጀመሪያው : ንፍቀ : ዲያቆ
ናት : ረዳቶች : አናጉንሰጢስ : አንባቢ : እልአ
ብስሊድስ : መዘምራን : መሆናቸውን : ይናገ
ራል ። ፲፪ ። ንፍቀ : ዲያቆን : ከፍ : ካለ : ቦታ :
መካከል ። ቁም : ከብሉይ : ኪዳን : ሁለት :
ሁለት : ከፍል : ያንብብ ። ሌሎችም : ከዳዊት :
መዝሙር : ይድገሙ ። ዳግመኛም : በረኞቹ :
በወንዶቹ : በር : መግቢያ : ቁመው : ይጠብቁ።

፪፻፳፯ ጸክ : ማወጅቲ : ማወጅቲ : ማወጅቲ : ዘጅወጂቲ :
ዶቅ : ጅወጅዱ : ጅወጂቲ : ጅወጅቲ : ማወጅቲ :
ኢይይልዎሙ : ለንፍቀ : ዲያቆናት : ከመ :
ይትለአኮ : በመካን : ዲያቆናት : ወኢከመ :
ይግሥሡ : ንዋየ : እግዚአብሔር : ወኢይይ
ልዎ : ለንፍቀ : ዲያቆን : ከመ : ይልበስ :
ሞጣሕተ : አው : ይትፈለጥ : እምአንቀጽ ።
ወኢ : ለአናጉንሰጢሳውያን : ወኢ : ለመዘም
ራን : ከመ : ይልበሱ : ሞጣሕተ : ሶበ : ያን
ብቡ : ወኢለቦቀብት : ከመ : ይትፈለጡ : እም
አንቀጽ : አሐተ : ለዓተ ። ጸክ : ዘማወጃቲ : ወኢ
ለቦቀብት : ከመ : ይትፈለጡ : እምአንቀጽ :
እመኒ : አሐተ : ስዓተ ።

፪፻፳፯ ጸክ : ማጅ ። ማጅ ። ማጅ ። ጅጂ ። ዶቅ : ጅጅ : ጅጅ ።
ጅጅ ። ማጅ ። ንፍቀ : ዲያቆናት : በዲያቆናት :
ማዕርግ : ማገልገል : የእግዚአብሔርንም :
ንዋየ : ቅድሳት : መንካት : አይገባቸውም ።
ንፍቀ : ዲያቆን : የሞጣሕት : ልብስ : መል
በስ : እይገባውም ። ወይም : ከበሩ : መለየት :
አይገባውም ። አናጉንሰጢሳውያንና : መዘም
ራንም : በሚያነቡበት : ጊዜ : ሞጣሕት : ይለ
ብሱ : ዘንድ : ጠባቂዎችም : ከበሩ : አንዲት :
ሰዓት : እንኳ : ይለዩ : ዘንድ : አይገባቸውም ።
ጸክ : ማጅ ። ጠባቂዎችም : ከበሩ : አንዲት : ሰዓ
ትም : ቢሆን : መለየት : አይገባቸውም ።

አንቀጽ : ፳ =

ሰለ : ንፍቀ : ዲያቆን =

፪፻፵፯ ጸክ : ህወህቱ : ኢ.ዲ.ዲ.ል.ዎ.ሙ : ለአርድእት : ጠኢ.ለቦቀብት : ከመ : ይ.መጥጠ : ጽዋቦ : ቀኑር ባን =

፪፻፵፰ ጸክ : ህዘ : አርድእትና : ጠባቂዎች : ደ.ሙን : ማቀበል : እይገባቸውም =

፪፻፵፱ ረስጣ : ህወህቱ : ጠዲያቆናውያት : እንስት : ኢ.ዲ.ባርካ : ወኢ.ይግቦራ : ምንተኒ : እምዘ ደገብርዎ : ቀሳውስት : ጠዲያቆናት : አላ : ይዕ ቀባ : አንቀጽ : ባሕቲቶ : ጠይት.ለአካዎሙ : ለቀሳውስት : በመካን : ኅበ : ያጠምቅዎን : ለአንስት : እስመ : ዘይደልዎን : ዝ : ጠ-እቱ =

፪፻፶ፀ ረስጣ : ህዘ : ዲያቆናውያት : ሴቶች : እይ ባርኩ : ቀሳውስትና : ዲያቆናትም : ከሚሠሩት : ሥራ : ወገን : ምንም : ምን : አይሥሩ : በሩን : ብቻ : ይጠብቁ : እንጂ = ሴቶችን : በሚያጠምቁ በትም : ቦታ : ለቀሳውስት : ይላኳቸው : እንጂ = የሚገባቸው : ይዘ : ነውና =

፪፻፶፩ በደለ : ጌቱ : ወትኩን : ዲያቆናዊት : ክብርተ : በኅቢክሙ : ወኢ.ትበል : ምንተኒ : እምቃል : ወኢ.ትግበር : ምንተኒ : ዘእንበል በትእዛዘ : ዲያቆን : ወኢ.ትሐር : ብእሲት : ኅበ : ዲያቆን : ወኢ.ኅበ : ኤጲስቆጶስ : ከመ : ትስኦል : በእንተ ግብር : ዘእንበል : ምስለ : ዲያቆናዊት =

፪፻፶፪ በደለ : ጌ : በናንተ : ዘንድ : ዲያቆናዊት : የከበ ረች : ትውን : ከቃል : ወገን : በቃል : ምንም : ምን : እትበል = ያለ : ዲያቆኑ : ትእዛዝ : ምን ም : ምን : አትሥራ : ሴት : ከዲያቆናዊቱ : ጋር : ካልዞን : በቀር : ስለ : ሥራ : ትጠይቅ : ዘንድ : ጠደ : ዲያቆንና : ጠደ : ኤጲስቆጶስ : አትሂድ =

፪፻፶፫ ዘህወዱቱ : ጠዲያቆናዊት : ትገሥዎን : ለአን ስት : ወታሰርፎን : ወትርድእን =

፪፻፶፫ ህዘ : ዲያቆናዊት : ሴቶችን : ትምክራቸው : ታሳርፋቸው : ትርጉሞችም =

፪፻፶፬ ዶቅ : ዘ፲ወጌዳ : ወኢ.ደይሉ : ከመ : ዶቅና : እምእንስት : ውስተ : መዓርገ : ቅስና : ወኢ.ደ ስመያ : በዝንቱ : ስም : ወኢ.ደ.ውጥና : በቤተ : ክርስቲያን : ጸሎተ : ወኢ.ደ.ፈጽማ : ጸሎተ : ለሰርሖ : ወኢ.ደ.ጸልያ : በልዑል : ቃል =

፪፻፶፭ ዶቅ : ፲፩ : ከሴቶች : ወገን : የቅስና : ማሰርግ : ለግራቸው : አይገባም = በዚህም : ስም : አይ ጠሩ = በቤተ : ክርስቲያንም : ጸሎትን : አይጀ ምሩ = ለማሰናበት : ጸሎተን : አይጨርሱ = ጨኸውም : አይጸልዩ =

፪፻፶፮ ራብዕ : በእንተ : ግብራት : ዘትመትሮሙ : ዘኢተጽሕፈ : ውስተ : አናቅጽ : ቀዳማውያን : ወውስተ : አንቀጽ : ካህናት : በስ : ዘዳወጅቱ : አናጉንስጢስ : ስእመ : ስረቀ : ዶስደድ : በእ ንተ : ስሕተቱ : ዘገብር : ወዶንበር : ዓመተ : ወኢ.ያንብብ : ላሰለ : አትሮንስ : ወእምድጎ ረዝ : ያንብብ : ካሰበ : ወኢ.ደ.ሠየም : ውስተ : መዓርግ : ዳግማዊ : አላ : ይቁም : በመዓር ገሁ : እስከ : ዕለተ : ሞቱ : እስመ : ተረክበ : ውስቱቱ : ስሕተት : በመዓርግ : ቀዳሚት : ኢ.ዲ.ዲ.ል.ዎ : ከመ : ይትእመን : ላሰለ : መዓ ርግ : ዳግማዊ = ዘ፪ወዛቱ : ወለእመ : ተምህረ : ዘቢጠ : መስንቆ : ያእምር : ወይትእመን : ከመ : ጠ-እቱ : ኢ.ደገብእ : ኅበ : ዝንቱ : ወለ እመ : ተመደጠ : ምሰረ : ዳግመ : ይኩን : ነኑ ኔሁ : ጌተ : ሱባዔ : ወሰበ : ፈቀደ : ዘንተ : ግብረ : ከመ : የሀሉ : ቦቱ : ይትመተር : ወደስ ደድ : እምቤተ : ክርስቲያን =

፪፻፶፯ አራተኛው : ስለምትሸራቸው : ነውር : ደናጎ ራል = በቀደሙት : አንቀጾችና : በአንቀጽ : ካህናት : ያልተጸራ : ነው : በስ : ህዘ : አናጉን ስጠስ : ቤርሰቅ : ስላደረገው : ስሕተት : ያለደ : ዓመትም : ይቀመጥ = በእትሮንስ : ላይም : አደንብብ = ከዚህ : በኋላ : ዳግመኛ : ያንብብ : ሁለተኛውን : መዓርግ : አይሾም = እስከ : ሚሞ ትበት : ቀን : ድረስ : በዚያው : በሽመቱ : ይኑር : እንጂ = በመጀመሪያዬቱ : መዓርግ : ስሕተት : ተገኝቶበታልና : በሁለተኛ : ማሰ ርግ : ላይ : ይታመን : ዘንድ : አይገባውም = ፪፻ : መስንቆ : መምታት : በሚር : እርሱ : ወደዚህ : እንደሚያገባ : ይጠቅ : ይታመንም = አንድ : ጊዜ : ሁለት : ጊዜ : ቢመለስ : ቅጣቱ : ጌ : ስባዔ : ያሁን = ይኖርበት : ዘንድ : ይዘን : ሥራ : ቢጠድ : ይሻር = ከቤተ : ክርስቲያንም : ያለደ =

፪፻፶፱ ኃምስ : በእንተ : ዘይደሉ : ሎሙ : ረስጠብ : ፲ወጌቱ : አናጉንስጢሳውያን : ጠመዘምራን :

፪፻፶፱ አምስተኛው : ስለሚገባቸው : ደናጎራል = ረስ ጠብ : ፲፮ : አናጉንስጢሳውያንና : መዘም

ሰለመ : ቦሎ : ወፈቀዱ : ከመ : ያውሰቡ : ብእ ሲተ : ሰያውሰቡ ። በሰ : ዘፃወጅቱ : ወሰበ : ጥተት : ብእሲቶሙ : ለእናጉንሰጢሳውያን : ወመዘምራን : ወቦቀብተ : እናቅጽ : እሙንተ : ብዉሐን : ከመ : ያውሰቡ ።

ራን : ተመልሰው : ሚስት : ሊያገቡ : ቢወዱ : ያግቡ ። በሰ : ፃጅ ። እናጉንሰጢሳውያን : መዘ ምራንና : በረኞች : ሚስታቸው : በሞተችባ ችው : ጊዜ : እነሱ : ሊያገቡ : ይገባቸዋል ።

አንቀጽ : ታሰዕ ።

አንቀጽ : ፱ ።

በእንተ : ነሎሙ : ካህናት : ወተላውያኒሆሙ : ዘውፀእ : እምነ : ዘተፈልጠ : እምእናቅጸሆሙ : ለቀደምት ።

ሰለ : ካህናትና : ሰለ : ተከታዮቻቸው : ሁሉ ። ከቀደሙት : እናቅጽ : ተለይቶ : የተውጣጣ ።

፪፻፸፭ ወውእቱ : ጅቱ : እነፋል : ቀዳማዊ : በእንተ : ዘይይሉ : ሎቱ : ከህነት : ወዘይክልእ : እምነ ሚእቱ ። ረስጠብ : ዘፎወጅዱ : ወቡነበነሰ : እኮ : ነሎ : ዘይፈቅድ : ይምላእ : ውሰተ : እደ ዊነ : ከመ : ይንግእ : እምኔነ : ዘይፈቅዶ ።

፪፻፸፮ ይኸውም : ጅ : ክፍል : ነው ። መጀመሪያው : ከህነት : ሰለሚገባውና : ከመቀበልም : ሰለሚ ከለክለው : ይናገራል ። ረስጠብ : ጅጅ ። በእኛ : ዘንድ : ግን : እጅ : ሙሉ : ሊሰጠን : የሚወድ ሰው : ሁሉ : የሚሻውን : ከእኛ : የሚቀበል : አይደለም ።

፪፻፸፮ ዘኒቅያ : ዘፎዱ : ለዘገዘርዎ : እምድጎረ : ጥም ቀት : አው : ሐጸውዎ : በግብር : አው : በምክንያተ : ደዌ : ገብረ : ሎቱ : ዘንተ : ዐቃቤ : ሥራይ : ቤተ : ክርስቲያን : ትትዌከርሙ ። ወለእመ : ይደልዎሙ : ነሚእ : ከህነት : ወዘሰ : ገብረ : ዘንተ : በፈቃድ : ርእሱ : ዘእንበለ : ምክንያተ : ደዌ : አይኩን : ካህነ ።

፪፻፸፯ ኒቅያ : ጅ ። ከጥምቀት : በኋላ : የገዘሩትን : ወይም : በግድ : የሰለቡትን : ወይም : በደዌ : ምክንያት : ሐኪም : ይህን : ያደረገለትን : ከህነትን : ለመቀበል : የበቁ : ከሆኑ : ቤተ : ክርስቲያን : ትቀበላቸዋለች ። ያለ : ደዌ : ምክንያት : በራሱ : ፈቃድ : ይህን : ያደረገ : ግን : ካህነ : አይሁን ።

፪፻፸፰ ረስጠጅ : ዘፎወጅቱ : አይሠየሙ : አግብርት : ውሰተ : ነሎ : በምንትኒ : እምግብረ : መልእክተ : ከህነት : ዘእንበለ : በፈቃድ : አጋእዝቲ ሆሙ : እሰመ : ዘንቱ : በእንተ : ነዘነ : አጋእዝቲ ሆሙ : ወንሥተተ : ቤቶሙ ። እመሰ : ኮነ : ውእቱ : ገብር : ዘይሜኒ : ለከህነት : ከመ : እና ሲሞስ : ወእግዐዞ : እግዚኡ : ወእብሐ : ከመ : ይፃእ : እምቤቱ : ወበቅድመ : ነሎ : ሰብእ : አግዐዞ : ግዕዛነ : ከሙተ : ወኮነ : ድልወ : ይሠየም ።

፪፻፸፰ ረስጠጅ : ጅጅ ። ባሪያዎች : ያለ : ጌቶቻቸው : ፈቃድ : ከከህነት : አገልግሎት : ሥራ : ወገን : በማናቸውም : ሁሉ : አይሾሙ ። ይህ : ጌቶቻቸው : ሰለሚያዝኑ : ነውና : ቤታቸውም : ሰለሚፈርስ : ነውና ። ባሪያው : ለከህነት : እንደ : አናሲሞስ : የበቃ : ጌታውም : ነፃ : ያወጣው : ቢሆን : ግን : ከቤቱም : ይወጣ : ዘንድ : ቢያሰናብተው : በሰውም : ሁሉ : ፊት : በግልጽ : ነፃ : ካወጣው : ዝግጁም : ሆኖ : ከተገኘ : ይሾም ።

፪፻፸፱ ዘፎወጅቱ : ወምእመን : ክርስቲያዊ : እመ : ተሞቅሐ : በእንተ : ሰመ : ክርስቶስ : ኢያንብሩ : ላዕሌሁ : እደ : ለመልእክተ : ዲቁና : ወቅሰና : እሰመ : ሎቱ : ክብረ : ቅሰና : በተአምኖ : ዘሰምዕ ። ወለእመሰ : ተሠይመ : አጲስቆጶስና : ያንብሩ : እደ : ላዕሌሁ : ወለእመሰ : ኮነ : ተአማኔ : ወእቦእ : ነዘ : ነገሥታት : ወኢተኩነን : በማእስራት : ወበሙቃሔ : ወኢ

፪፻፸፱ ጅ፬ ። ክርስቲያናዊ : አማኝ : ሰለ : ክርስቶስ : ሰም : ቢታወር : በቅስናና : በዲቁና : ለማገልገል : በእርሱ : ላይ : እጅ : አያኑሩ ። በሃይማኖት : ምስክርነት : የቅሰና : መዓርግ : አለውና ። አጲስቆጶስነትን : ቢሾም : ግን : በእርሱ : ላይ : እጅ : ያኑሩ ። አማኒ : ቢሆን : ግን : ወይ : ነገሥታትም : ባይገባ : በእሥራትም : ባይፈረድበት : መከራም : ባያገኘው : ነዘ :

አንቀጽ ፡ ፱ ፡

ሰለ ፡ ካህናት ፡ ሁሉ ፡

ረከቦ ፡ ምንጻቤ ፡ አላ ፡ ምሰለ ፡ ነሱ ፡ ሶቦ ፡
ተሰደ ፡ ወተመነን ፡ በአንተ ፡ እግዚአብሔር ፡ ወተኩ
ነን ፡ ነኑኔ ፡ በውስተ ፡ ቤቱ ፡ እንዘ ፡ ይትእመን ፡
ውእቱ ፡ ድልው ፡ ለነሱ ፡ መዓርገ ፡ ከህነት ፡
ወያንብሩ ፡ እደ ፡ ላሶሌሁ ፡

ግን ፡ ስለጌታው ፡ ከሁሉ ፡ ጋር ፡ ቢሰደድና ፡
ቢናቅ ፡ እምኖም ፡ በቤቱ ፡ ውስጥ ፡ ቅጣትን ፡
ቢቀጣ ፡ እርሱ ፡ ለመዓርገ ፡ ከህነት ፡ የተገባ ፡
ነው ፡ በእርሱ ፡ ላይ ፡ እጅ ፡ ያኑሩ ፡

፪፻፸፱ ፡ በሰ ፡ ግወጧቱ ፡ ዘፃ ፡ ወኢይትከላእ ፡ ብእሲ ፡
እምን ፡ ሚመት ፡ በአንተ ፡ ነውረ ፡ ሥጋሁ ፡
እመ ፡ ኮነ ፡ ነጻረ ፡ እው ፡ ሐንካሰ ፡ እው ፡ ኮነ ፡
ፀጋመ ፡ እድ ፡ እመ ፡ ያከሉ ፡ ይቀድሱ ፡ ወኮኑ ፡
ድልዋን ፡ ወዘሂ ፡ ተሀበለ ፡ ወከልእመ ፡ ውእቱ ፡
ያፃእ ፡ እስከ ፡ ይትዌከርመ ፡

፪፻፸፱ ፡ በሰ ፡ ግወጧ ፡ ፃ ፡ ሰው ፡ ሰለ ፡ ሥጋው ፡ ነውረ ፡
ከሹመት ፡ አይከልከል ፡ አንድ ፡ ዓይና ፡ ወይም
አንካሳ ፡ ወይም ፡ ግራኝ ፡ ቢሆን ፡ ይቀድሱ ፡
ዘንድ ፡ የሚችሉና ፡ የተገባቸው ፡ ከሆኑ ፡ አይከ
ልከሉ ፡ ተደፋፍሮ ፡ የከለከላቸውም ፡ ቢኖር ፡
እስኪቀበላቸው ፡ ድረስ ፡ ይለይ ፡

፪፻፹ ፡ ዘፃወጭቱ ፡ ወለሕዝባዊኒ ፡ ሶቦ ፡ ኮኑ ፡ ሱቱ ፡
ሰምፀ ፡ ከመ ፡ ውእቱ ፡ ድልው ፡ ለነሚእ ፡ መዓ
ርገ ፡ ቅሰና ፡ ኢይሰድድም ፡ በአንተ ፡ ዘኢኮነ ፡
እምዘመደ ፡ ካህናት ፡ እስመ ፡ ቤተ ፡ ክርስቲ
ያን ፡ ወለደቶሙ ፡ ለነሱሙ ፡ በጥምቀተ ፡ ክር
ስትና ፡ ወረድፋደሰ ፡ ለዓቃብያን ፡ ሕግ ፡
እስመ ፡ ጳውሎስ ፡ ሐዋርያ ፡ ሰምፀ ፡ ኮነ ፡ እንዘ ፡
ይብል ፡ ከመ ፡ እለ ፡ ተጠምቁ ፡ በክርስቶስ ፡
፩ዱ ፡ እመንቱ ፡

፪፻፹ ፡ ፃ፩ ፡ ሕዝባዊም ፡ የቅሰናን ፡ መዓርግ ፡ ለመቀ
በል ፡ እርሱ ፡ ዝግጁ ፡ እንደሆነ ፡ ቢመሰክሩ
ለት ፡ ከካህናት ፡ ወገን ፡ ስለይደለ ፡ አይለዩት ፡
ሁላቸውን ፡ ቤተ ፡ ክርስቲያን ፡ በክርስትና ፡
ጥምቀት ፡ ወልዳቸዋለችና ፡ ይልቁንም ፡
ሕግን ፡ ለሚጠብቁ ፡ ሐዋርያው ፡ ጳውሎስ ፡ የተ
ጠመቁ ፡ በክርስቶስ ፡ አንድ ፡ ናቸው ፡ ሲል ፡
መሰክሮአልና ፡ (ሮሜ ፡ ፮ ፡ ፫) ፡

፪፻፹፩ ፡ ረሰጠጅ ፡ ፲ወጭቱ ፡ ዘ፲ወ፯ቱ ፡ ረሰጠብ ፡ ዘ፲
ወ፫ቱ ፡ ወዘአውሰበ ፡ ዳግመ ፡ እምድጎረ ፡ ጥም
ቀት ፡ እው ፡ ገብረ ፡ ዕቅብተ ፡ እምድጎረ ፡ እው
ሰቦ ፡ ብእሲተ ፡ በከሙት ፡ እው ፡ በጎቡእ ፡ እው
አውሰበ ፡ መዓሰብተ ፡ እው ፡ ጀተ ፡ አኃተ ፡
እው ፡ ዘይትሔዘብዋ ፡ በርከሰ ፡ እው ፡ ዘማ
ዊተ ፡ እው ፡ እመተ ፡ እው ፡ ዘተሐውር ፡ ጎበ ፡
ቤተ ፡ ተውኔት ፡ እው ፡ ጎድግተ ፡ እው ፡ ዘይሔ
ምደዋ ፡ ኢይደልም ፡ ከመ ፡ ይኩን ፡ ኤጲስቆጶስ ፡
እው ፡ ቀሲሰ ፡ እው ፡ ዲያቆን ፡ እው ፡ ፩ደ ፡
እምሥዩማን ፡

፪፻፹፩ ፡ ረሰጠጅ ፡ ፲፩ ፡ ፲፮ ፡ ረሰጠብ ፡ ፲፫ ፡ ከጥምቀት ፡
በኋላ ፡ ሁለተኛ ፡ ያገባ ፡ ሚስት ፡ ካገባ ፡ በኋላ ፡
በግልጥ ፡ ወይም ፡ በሽሽግ ፡ ዕቁባት ፡ ያበጀ ፡
ወይም ፡ ፈቷን ፡ ወይም ፡ እትማማችችን ፡
ያገባ ፡ ወይም ፡ በዝሙት ፡ የሚጠረጥሩዋትን ፡
ወይም ፡ ዘማዊቱን ፡ ወይም ፡ ባሪያይቱን ፡
ወይም ፡ ወደ ፡ ጨዋታ ፡ ቤት ፡ የምትሄደውን ፡
ወይም ፡ የተፈታቸውን ፡ ወይም ፡ የሚያመቀ
ትን ፡ ያገባ ፡ ሰው ፡ ኤጲስቆጶስ ፡ ወይም ፡ ቄስ ፡
ወይም ፡ ዲያቆን ፡ ወይም ፡ ከሹማምንት ፡ እንዲ
መሆን ፡ አይገባውም ፡

፪፻፹፪ ፡ ረሰጠጅ ፡ ዘ፳ወ፳ቱ ፡ ዘ፸ወ፩ዱ ፡ ረሰጠጅ ፡
ዘፃወጧቱ ፡ ዘፃወ፩ዱ ፡ እመቦ ፡ ብእሲ ፡ እምእመ
ናን ፡ ዘእስተዋደይም ፡ በአንቲአሁ ፡ በምንትኒ ፡
ምክንያት ፡ እምክንያተ ፡ ዝሙት ፡ ወምርዓት ፡
ወዓመዓ ፡ ወዘይመሰሉ ፡ ለዝንቱ ፡ እምግብረ ፡
ጎፋረት ፡ ወዘተዛላፋም ፡ በገሃድ ፡ እይወየም ፡
ምንተኒ ፡ እመዓርገ ፡ ከህነት ፡ ወዘሂ ፡ ያወድቆ ፡
ጋኔን ፡ ኢይኩን ፡ ሥዩመ ፡ በመዓርገ ፡ ከህነት ፡
ወኢይጸሊ ፡ ምሰለ ፡ ምእመናን ፡ ወእምድጎረ ፡
ተፈወሰ ፡ ወኢተመይጠ ፡ ጎቤሁ ፡ ዳግመ ፡
ይደልም ፡ ሚመተ ፡ ከህነት ፡

፪፻፹፪ ፡ ረሰጠጅ ፡ ፳፰ ፡ ፸፩ ፡ ረሰጠጅ ፡ ፵፪ ፡ ፶፩ ፡
ከዝሙት ፡ ምክንያት ፡ ወገን ፡ በማናቸውም ፡
ምክንያት ፡ በርሱ ፡ ከምእመናን ፡ ወገን ፡ የክሰ
ሱት ፡ ቢኖር ፡ በመዳራት ፡ በዐመፅ ፡ ከሚያሳ
ፍር ፡ ሥራ ፡ ወገን ፡ ይህን ፡ በሚመሰል ፡ ዘግ
ልጽ ፡ የረቱት ፡ ሰው ፡ ከከህነት ፡ መዓርግ ፡
ወገን ፡ ምንም ፡ ምን ፡ አይሾም ፡ ጋኔን ፡ የሚ
ጥለው ፡ በከህነት ፡ መዓርግ ፡ ሹም ፡ እይሁን ፡
ከምእመናንም ፡ ጋር ፡ አይጸልይ ፡ ከዳን ፡ በኋላ ፡
ግን ፡ ሁለተኛ ፡ ካልተመለሰበት ፡ የከህነት ፡
ሹመት ፡ ይገባዋል ፡

፪፻፹፫ ፡ ዘኒቅያ ፡ ፫ቱ ፡ ወዘኮነ ፡ ሐዲስ ፡ ሃይማኖት ፡

፪፻፹፫ ፡ ኒቅያ ፡ ፫ ፡ አዲስ ፡ እማኝ ፡ የሆነ ፡ እስኪማርና ፡

እንቀጽ ፡ ፱ ።

እይኩን ፡ ካህን ፡ እስከ ፡ አመ ፡ ይትጌሠጽ ፡
ወይትሐተት ፡ ገድሉ ፡ ወጥያቄ ፡ ሃይማኖቱ ፡
ወጽርየተ ፡ ተኃርዮቱ ፡ እሰመ ፡ ጳውሎስ ፡ ሐዋ
ርያ ፡ ይቤ ፡ “ወኢይኩን ፡ ተክለ ፡ ሐዲስ ፡
ከመ ፡ ኢይትዐበይ ፡ ወኢይደቅ ፡ ውስተ ፡
ፍትሐ ፡ ዲያብሎስ” ፡ ወእመ ፡ ኮነ ፡ ዘኅለፈ ፡
መዋዕለ ፡ ነዊህ ፡ ወእምድጎረዝ ፡ ተከሥተት ፡
ላዕሌሁ ፡ ኃጢአት ፡ ነፍሳዊት ፡ ዘከመ ፡ ድካመ ፡
ሃይማኖት ፡ አው ፡ ተሊወ ፡ ቃል ፡ መስተቃርን ፡
አው ፡ ተገየየ ፡ እምዘይደሉ ፡ ላዕሌሁ ፡ ኢይ
ኩን ፡ በምንትኒ ፡ እመዓርገ ፡ ከህነት ።

፪፻፹፬

ዘዮሐንስ ፡ ፮፡ ቤጎንተ ፡ ፍርሃት ፡ ሠናይት ፡
ወፈሪህ ፡ እግዚአብሔር ፡ ሠናይ ፡ ውእቱ ፡ ወኢ
ይደልዎ ፡ ለብአሲ ፡ ከመ ፡ ይኩን ፡ ሊቀ ፡ ለእመ ፡
ኢኮነ ፡ ፈራሂ ፡ ወለባዌ ፡ እስመ ፡ አነ ፡ አእምር ፡
ከመ ፡ ብዙኃን ፡ ስብእ ፡ ሞቅሎ ፡ ነፍሳተሆሙ ፡
በኩሉ ፡ አዝማን ፡ እስከ ፡ አውደቁ ፡ ነፍሳተ
ሆሙ ፡ በጸም ፡ ወነበሩ ፡ በኩሉ ፡ ምግባርሙ ፡
ባቲ ፡ እንዘ ፡ ኢያሰተሐምሙ ፡ ለካልአኒሆሙ ፡
ይትወሰኩ ፡ ጎበ ፡ እግዚአብሔር ፡ ወያፈደፍዱ ፡
በገቢረ ፡ ፍትሕ ፡ ንኡስ ፡ ወሶበ ፡ ቀርቡ ፡ ጎበ ፡
ከህነት ፡ ወእገበርሎሙ ፡ አርትዎ ፡ ጥውየ
ቶሙ ፡ ለካልአን ፡ ኢከህለ ፡ ፩ዱ ፡ እምኒሆሙ ፡
በእንተ ፡ ውእቱ ፡ ግሙራ ፡ ወጉዩ ፡ ወቦ ፡ እም
ኒሆሙ ፡ ዘእገበርዎ ፡ ከመ ፡ ይሠየም ፡ ወገደፈ ፡
እምኒሁ ፡ ጽድቆ ፡ ዘቀዳሚ ፡ ውነጉለ ፡ ጎጉለ ፡
ዐቢየ ፡ ወኢቦአ ፡ ጎበ ፡ ከህነት ፡ እምድጎረ ፡
ልህቀ ፡ በመዓርግ ፡ ማእከላዊ ፡ እስከ ፡ አመ ፡
ይከውን ፡ ድልወ ፡ ለዝንቱ ።

፪፻፹፭

ወዳግማዊ ፡ በእንተ ፡ ሚሙቱ ፡ ድስቅ ፡ ነወጁቱ ፡
ንኤዝዘክሙ ፡ ከመ ፡ ይሠየም ፡ ኤዲቆዳስ ፡
እምፒቱ ፡ ኤዲቆዳሳት ፡ ወለእመ ፡ ኮነ ፡ ስቦዘ ፡
ኤዲቆዳሳት ፡ ይሠየም ፡ እምፄቱ ፡ እም፩ዱስ ፡
ኤዲቆዳሳት ፡ ኢይደሉ ፡ ከመ ፡ ይሠየም ፡ እሰመ ፡
በስምዐ ፡ ፪፡ ቱ ፡ አው ፡ ፫፡ ቱ ፡ ይጸንዕ ፡ ወይትከ
ሠት ፡ ኩሉ ፡ ግብር ፡ ፈድፋደ ፡ ለቀሳውስትስ ፡
ወለዲያቆናት ፡ ይሚሞሙ ፡ ኤዲቆዳሳት ፡ ባሕ
ቲቱ ፡ ወከማሁ ፡ ካዕበ ፡ ለእለ ፡ ተርፋ ፡ ሥዩ
ማን ፡ ቀሳውስትስ ፡ ወዲያቆናት ፡ ኢይሚሙ ፡
፩ደሂ ፡ እምሕዝባውያን ፡ ካህን ፡ ዘጽወ፩ዱ ፡
ወኢ፩ደሂ ፡ እምሥዩማን ፡ በስ ፡ ማገጃቱ ፡ ወኢ
ይሠየም ፡ ፩ሂ ፡ ዘእንበለ ፡ ይኩንም ፡ ስምዐ ።

ሰለ ፡ ካህናት ፡ ሁሉ ።

ትሩፋቱ ፡ እስከመረመር ፡ የሃይማኖቱ ፡ መረዳ
ትና ፡ የመመረጡ ፡ ንጽሕና ፡ እስከታወቅ ፡
ድረስ ፡ ካህን ፡ አይሁን ፡ ሐዋርያው ፡ ጳውሎስ ፡
“እንዳይታበይ ፡ በዲያብሎስም ፡ ፍርድ ፡ እንዳ
ይወድቅ ፡ አዲስ ፡ አማኝ ፡ አይሁን” ፡ ብሏ
ልና ፡ (፩ ፡ ጢሞ ፡ ፫ ፡ ፮-፯) ፡ ብዙውን ፡ ዘመን ፡
ያሳለፈ ፡ ቢሆን ፡ ሃይማኖት ፡ ደካማ ፡ እንደመ
ሆኑ ፡ መጠን ፡ የነፍስ ፡ ኃጢአት ፡ ወይም ፡
የጠብ ፡ የከርከር ፡ ቃል ፡ ቢገለጥበት ፡ ወይም ፡
ለርሱ ፡ የሚገባውን ፡ ችላ ፡ በል ፡ ከከህነት ፡
መዓርግ ፡ ወገን ፡ በማናቸውም ፡ አይሾም ።

፪፻፹፬

ዮሐንስ ፡ ፮ ፡ ሰለ ፡ በጎ ፡ ፍርሃት ፡ እግዚአብሔ
ርን ፡ መፍራት ፡ መልካም ፡ ነው ። ስው ፡ እግዚ
አብሔርን ፡ ፈሪና ፡ አስተዋይ ፡ ካልሆነ ፡ አለቃ ፡
ይሆን ፡ ዘንድ ፡ አይገባውም ። ስውነታቸውን ፡
በጸም ፡ እስከመጉዳት ፡ ደርሰው ፡ በዘመን ፡
ሁሉ ፡ ስውነታቸውን ፡ ወስነው ፡ ገትተው ፡ ብዙ ፡
ሰዎች ፡ እንደያዙ ፡ እኔ ፡ አውቃለሁና ፡ የተባሕ
ትምንም ፡ ሥራ ፡ ያበዛሉ ፡ ወደ ፡ ከህነት ፡ በቀ
ረቡ ፡ ጊዜ ፡ የሌሎቹንም ፡ ጥመት ፡ ያቃኑ ፡
ዘንድ ፡ ግድ ፡ ባሏቸው ፡ ጊዜ ፡ ከነርሱ ፡ አንዱ ፡
ሰለነርሱ ፡ ፈጽሞ ፡ አልቻለም ፡ ሸሹም ፡ ከነር
ሱም ፡ ይሾም ፡ ዘንድ ፡ ግድ ፡ ያሉት ፡ አለ ፡ የቀ
ደመ ፡ ከብሩን ፡ ተወ ፡ ፍጹም ፡ ጥፋትንም ፡
ጠፋ ፡ ለዚህ ፡ አስኪቢቃ ፡ ድረስ ፡ በማእከላዊ ፡
መዓርግ ፡ ከኖረ ፡ በኋላ ፡ ወደ ፡ ከህነት ፡ አልተ
መለሰም ።

፪፻፹፭

ሁሉተኛው ፡ ሰለ ፡ ሹመት ፡ ይናገራል ፡ ድስቅ ፡
፲፯ ፡ ኤዲቆዳሳት ፡ ከ፫ ፡ ኤዲቆዳሳት ፡ እንዲ
ሾም ፡ እናገዛችኋለን ፡ የኤዲቆዳሳት ፡ ችግር ፡
ቢሆን ፡ ግን ፡ ከሁለት ፡ ኤዲቆዳሳት ፡ ይሾም ።
ከአንድ ፡ ኤዲቆዳሳት ፡ ግን ፡ ይሾም ፡ ዘንድ ፡
እይገባም ፡ በሁለት ፡ ወይም ፡ በሦስት ፡ ምስ
ከር ፡ ነገር ፡ ይጸናልና ፡ ፈጽሞ ፡ ሥራው ፡ ሁሉ ፡
ይገለጣልና ፡ ቀሳውስትንና ፡ ዲያቆናትን ፡ ግን ፡
ኤዲቆዳሳት ፡ ብቻ ፡ ይሹማቸው ፡ ዳግመኛም ፡
የቀሩትን ፡ ሹማምንት ፡ እንደዚሁ ፡ ነው ፡ ቀሳ
ውስትና ፡ ዲያቆናት ፡ ግን ፡ ከሕዝቡ ፡ ወገን ፡
እንዲንስ ፡ እንኳ ፡ አይሹሙ ። ፳፩ ፡ ከሹማም
ቲም ፡ ወገን ፡ እንዲንስ ፡ እንኳ ፡ በስ ፡ ማገጃ ፡
እንዲሁ ፡ እንኳ ፡ ባይመለከቱሉት ፡ አይሾም ።

፪፻፹፮ ዘኒቅያ ፡ ጅወፀቱ ፡ ወአለሰ ፡ ተጎርዶ ፡ እምጉ ባኤ ፡ ከመ ፡ ይኩኑ ፡ ካህናተ ፡ ወይትባረኩ ፡ እምኤጲስቆጶስ ፡ ያምጽአሙ ፡ ሊቀ ፡ ዲያቆ ናት ፡ ነበ ፡ ኤጲስቆጶስ ፡ ወያመክሮሙ ፡ ቅድመ ለኮሎሙ ፡ ወይርአሃሙ ፡ እመ ፡ ኮኑ ፡ ማእም ራኑ ፡ በአንብቦ ፡ መጸሕፍት ፡ ወተምህሩ ፡ ሕገን ፡ ከህነት ፡ ወይምጽአ ፡ እምድጎረ ፡ ዝንቱ ፡ ወያመክሮሙ ፡ ወየአዝዘሙ ፡ ፍጹመ ። ወሊቀ ፡ ዲያቆናትሰ ፡ ወእቱ ፡ ማእምር ፡ ወመ ጎሥጽ ፡ ለብእ ፡ ሀዝር ፡ ወኮሎሙ ፡ ወዲያቆናት ፡ ወሰሊሀ ፡ ሊቀ ፡ ጸሎት ፡ ወኮሎ ፡ ዲቁና ፡ ወኮሬ ፡ አቤሰኮቦስኒ ፡ ወእቱ ፡ ሊቀ ፡ እንብቤ ፡ በጊዜ ፡ ጸሎት ።

፪፻፹፯ ዘጅወ፯ ፡ ወኢይኩኑ ፡ ውጉዳን ፡ ካህናት ፡ ውስተ ፡ ቤተ ፡ ክርስቲያን ፡ ከመ ፡ ኢይሕጽጼ ፡ ለጸሎት ፡ ወለመልእክት ፡ ወዓዲ ፡ ኢይጎሥር ፡ መንበር ፡ ወኢይብዝሁ ፡ ካዕበ ፡ ከመ ፡ ኢይሕጽጽ ፡ ሲላያ ፡ ለቤተ ፡ ክርስቲያን ፡ አላ ፡ ይጎረዩ ፡ መጋብያኒሃ ፡ በእምባነ ፡ የአኒላ ፡ በዝንቱ ።

፪፻፹፰ ማልሰ ፡ በአንተ ፡ መዓርጋዎሙ ። ይቤሉ ፡ ሐዋርያት ፡ በጥንተ ፡ ዲድስቅልያ ። ንሕነ ፡ ሐዋርያት ፡ ተጋቢእነ ፡ ውስተ ፡ እየሩሳሌም ፡ እንበርነ ፡ ዘንተ ፡ ትምህርተ ፡ ወሰመዶነ ፡ ክሎ ፡ መዓርጋተ ፡ በበድልወታት ፡ በእምሳለ ፡ ሰማያውያን ። ወከማሁ ፡ ትኩን ፡ ካዕበ ፡ ቤተ ፡ ክርስቲያን ፡ ወለይንበር ፡ ክሎ ፡ ለሌጅዱ ፡ ውስተ ፡ ዘተሠይመ ፡ ሎቱ ፡ እምእግዚአብሔር ። ወይኩን ፡ ኤጲስቆጶስ ፡ ከመ ፡ ኖላዊ ፡ ወቀሳውስት ፡ በእምሳለ ፡ መምህራን ፡ ዲያቆናትኒ ፡ ከመ ፡ ላእካን ፡ ወንፍቀ ፡ ዲያቆናት ፡ ከመ ፡ ረዳእያን ፡ ወእናጉንሰጢላውያን ፡ እንባብያን ፡ ወአብሰሊ ዲያሳውያን ፡ መዘምራን ፡ እሊፍሉሳውያን ፡ ዐጸውተ ፡ እንቀጽ ፡ ወእሙንቱ ፡ እምሕዝብ ።

፪፻፹፱ ዘ፱ቱ ፡ አለመ ፡ ነገሥት ፡ ዘነበሩ ፡ በዘመነ ፡ ብሊት ፡ ኮኑ ፡ ይሚግቡ ፡ ሠራዊተ ፡ ወየጎድጉ ፡ ጸብእ ፡ ወየጎሥሠ ፡ ዕርቀ ፡ ለዕቅበተ ፡ ሥጋ ። ወኤጲስቆጶስ ፡ ዘንሥእ ፡ ክህነተ ፡ እምእግዚአብሔር ፡ ከመ ፡ ይዕቀብ ፡ ሥጋ ፡ ወነፍሰ ፡ እምጎሥል ፡ በከመ ፡ ነፍሰ ፡ ትኩብር ፡ እምሥጋ ፡ ከማሁ ፡ ከህነትኒ ፡ ትትሌዓል ፡ በክብር ፡ እመንግሥት ፡ ወይእቲ ፡ ተእሥሮ ፡ ለዘይደልዎ ፡ ነኑኔ ፡ ወትፈትሐ ፡ ለዘይደልዎ ፡ ፍትሐት ።

፪፻፹፺ ኒቅያ ፡ ጅፀ ። ካህናት ፡ ይሆኑ ፡ ዘንድ ፡ በጉባኤ ፡ የተመረጡ ፡ ሰዎች ፡ ግን ፡ ከኤጲስቆጶስ ፡ ይሾሙ ፡ ዘንድ ፡ ሊቀ ፡ ዲያቆኑ ፡ ወደ ፡ ኤጲቆጶስ ፡ ያምጣቸው ። እስቀድሞ ፡ ሁሉንም ፡ ይፈትናቸው ። መጸሕፍትን ፡ በማንበብ ፡ እዋቂዎች ፡ የከህነትንም ፡ ሕግ ፡ የተማሩ ፡ እንደሆኑ ፡ ይመርምራቸው ። ከዚህም ፡ በኋላ ፡ ይምጡ ። ፈጽሞ ፡ ይዘሳቸው ፡ ይፈትናቸውም ። ሊቀ ፡ ዲያቆናት ፡ ግን ፡ እዋቂ ፡ የአገሩን ፡ ሰውና ፡ ዲያቆናትን ፡ ሁሉ ፡ እስተማሪ ፡ ነው ። እርሱ ፡ የጸሎትና ፡ የዲቁና ፡ ሁሉ ፡ እሊቃ ፡ ነው ። እቡን ፡ ቀሲሱም ፡ (ኮሬ ፡ አቤሰኮቦስ) ፡ በጸሎት ፡ ጊዜ ፡ የእንባቤ ፡ እሊቃ ፡ ነው ።

፪፻፹፻ ጅ፯ ። ለጸሎትና ፡ ለአገልግሎት ፡ እንዳይታደሉ ፡ ካህናት ፡ በቤተ ፡ ክርስቲያን ፡ ውስጥ ፡ ያነሱ ፡ እይሁኑ ። ዳግመኛም ፡ በታው ፡ እይዋረድ ። ዳግመኛም ፡ የቤተ ፡ ክርስቲያን ፡ ምግብ ፡ እንዳይንሰ ፡ እይብዙ ። በዚህ ፡ በሚቻላት ፡ ጠጠን ፡ ሸማምቶቹን ፡ ይምረጡ ፡ እንጂ ።

፪፻፹፳ ሦስተኛው ፡ ሰለ ፡ መዓርጋቸው ፡ ይናገራል ። ሐዋርያት ፡ በዲድስቅልያ ፡ መጀመሪያ ፡ እንዲህ ፡ እሉ ። እኛ ፡ ሐዋርያት ፡ በኢየሩሳሌም ፡ ተሰብስበን ፡ ይህን ፡ ትምህርት ፡ አስቀጠጥን ፡ በሰማያውያን ፡ እምሳል ፡ መዓርጋትን ፡ ሁሉ ፡ በየእገብዙ ፡ ሰየምን ። ዳግመኛም ፡ ቤተ ፡ ክርስቲያን ፡ እንደዚህ ፡ ትሁን ፡ ሁሉም ፡ እያንዳንዱ ፡ ከእግዚአብሔር ፡ በተሾመው ፡ ይኑር ። ኤጲስቆጶስ ፡ እንደ ፡ ጠባቂ ፡ ቀሳውስትም ፡ በመምህራን ፡ እምሳል ፡ ዲያቆናትም ፡ እንደ ፡ አገልጋዮች ፡ ንፍቀ ፡ ዲያቆናት ፡ እንደ ፡ ረዳቶች ፡ እናጉንሰጢላውያን ፡ እንባቤዎች ፡ አቡሊዲሳውያን ፡ መዘምራን ፡ አሊፍሉሳውያን ፡ በር ፡ ዘገዎች ፡ ይሁኑ ። እነርሱም ፡ ከሕዝቡ ፡ ወገን ናቸው ።

፪፻፹፻፲ ፲ ፡ በዘመነ ፡ ብሉይ ፡ የነበሩ ፡ ነገሥታት ፡ ሠራዊቱን ፡ ያስተዳድሩ ፡ ነበር ፡ እኮ ፡ ጠብ ፡ ክርሻርን ፡ ትተው ፡ ሥጋን ፡ ለመጠበቅ ፡ እርቅን ይሻሉ ። ኤጲስቆጶስ ፡ ግን ፡ ከእግዚአብሔር የተሾመው ፡ ሥጋንና ፡ ነፍሱን ፡ ከጥፋት ፡ ይብቅ ፡ ዘንድ ፡ ነው ። ነፍሱ ፡ ከሥጋ ፡ አንደምብልጥ ፡ እንደዚሁም ፡ ከህነት ፡ በኮብር ፡ ከሠንግሥት ፡ ትበልጣለች ። ይህችውም ፡ ቅጣት ፡ የሚገባውን ፡ ትቀጣዋለች ፡ መፈታት ፡ የሚ

አንቀጽ : ፱ ።

ሰለ : ካህናት : ሁሉ ።

፪፻፺ ሰውጃቱ : ወሰበ : ኮነ : ዘይትቃወሞ : ለንጉሥ : ይደልዎ : ኩነኔ : እመኒ : ኮነ : ወልዱ : አው : ፍቁሩ : እፎ : ፊደፋደ : ዘይትቃወሞ : ለካህናት ። ወበክመ : ክህነት : ትትሌዓል : እመንግሥት : ወክማሁኬ : ኩነኔሁ : ለዘይትቃረና : ለክህነት : ይፈደፍድ : እምኩነኔሁ : ለዘተቃወሞ : ለንጉሥ ። ወእልቦ : ፩ዱኒ : ዘይደጎን : እምኩነኔ : ፪ሆመ : በክመ : ኢደጎኑ : እቤሌሎም : ወእሚናዳብ : እምኩነኔ ። ወኢቆሬ : ወዳታን : ወእቤሮን ። እሰመ : እልክቱ : ተቃወምዎ : ለዳዊት : ንጉሥ : ወእልክቱሂ : ተቃወምዎ ። ለሙሴ : ወእሮን ።

፪፻፺፩ ረሰጠጅ : ጅወጃቱ : ወይቀም : ኩሉ : ለለጅዱ : በውሰተ : መዓርግ : ዘተውህበ : ሎቱ : ወእይትዐገል : ፩ዱሂ : እምኔክመ : መዓርግ : ካልኢ : ዘኢተውህበ : በእንተ : ዝንቱ : ታምዕዕዎ : ለእግዚአብሔር : በእምሳለ : ቆሬ : ወዎዘዎን : ንጉሥ ። እሰመ : እሙንቱ : ተዐገሉ : መዓርግ : ክህነት : ዘእንበለ : ትእዛዘ : እግዚአብሔር ። ወእልክቱኒ : ውዕዩ : በእሳት : ወለንጉሥኒ : ተሠርገወ : ገጹ : በለምጽ ። ወሙሴኒ : ዘተናግሮ : እግዚአብሔር : ወሰነ : ዘይደሉ : ከመ : ይትፈጸም : ሚመተ : ክህነት : ወዘይከውን : እመንግሥቲሁ : ካህነ : ወፈለጠ : ኩሎ : ለለጅዱ : በክመ : ይደሉ ። ወዘይደሉ : ለሌዋውዎን : ቦቱ ። ወሰበ : ተዐደወ : ፩ዱሂ : ውፁእ : እመልእክቱ : እንተ : ተወክፋ : ኩነኔሁ : ሞት ።

፪፻፺፪ ዘጅወጅዱ : ሰበሰ : ኢኮነ : ሕግ : ወፍልጠተ : መዓርጋት : ዘዘዚእሁ : ዘተሠርዐ : እምኮነ : ይትለእክ : ኩሉ : ፍጥረት : በ፩ዱ : ሰም : ዳእመ : ሰበ : አእመርን : እምእግዚአብሔር : ጸዋትወ : ግብር : ፈለጥነ : ለኤዲሰቆጶሳት : ይኩኑ : ሊቃነ : ካህናት : ወለቀሳውስት : ክህነተ : ወለዲያቆናት : መልእክተ : ምሰሌሆመ ። ወእለሰ : ይዌልጡ : መዓርጋተ : አኮ : ዘይትቃወሙ : ኪያነ : ዳእመ : ይትቃወምዎ : ለኤዲሰቆጶሰ : ኩሉ : ፍጥረት : ወልደ : እግዚአብሔር : ዐቢይ : ሊቀ : ካህናት ።

፪፻፺፫ ራብዕ : በእንተ : ፪ቱ : ያታ : ፩ዱ : እምኔሆመ :

ገባውንም : ትፈታዋለች ።

፪፻፺፬ ሰጃ ። ንጉሥን : የሚቃወም : ሰው : ምንም : ልጅ : ወይም : ወዳጅ : ቢሆን : ትጣት : የሚገባው : ክህነ : ከዘናትንማ : የሚቃወም : ሰው : እንዴት : የበለጠ : ትጣት : አይገባውም ። ክህነት : ከመንግሥት : እንድትበልጥ : እንደዚሁም : ክህነትን : የሚቃወም : ሰው : ትጣት : ንጉሥን : ከሚቃወም : ሰው : ትጣት : ይበልጣል ። እቤሌሎምና : አሚናዳብ : ከቅጣት : እንዳልዳኑ : ከሁለቱ : ትጣት : የሚደን : እንደም : የለም ። ቆሬ : ዳታንና : እቤሮንም : እንዳልዳኑ : እኒህ : ዳዊት : ንጉሥን : ተቃወመውታልና : እነዚህም : ሙሴንና : እሮንን : ተቃወመዋቸዋልና ።

፪፻፺፭ ረሰጠጅ : ጅ፬ ። ሁሉም : እያንዳንዱ : በተሰጠው : መዓርግ : ይኑር ። ከእናንተ : ወገን : እንድስ : እንኳ : ያልተሰጠውን : የባልንጅራውን : መዓርግ : እይቀማ ። ስለዚህ : በቆሬና : በዎዘዎን : እምሳለ : እግዚአብሔርን : ታሳዝኑ ታላችሁ ። እነርሱ : ያለ : እግዚአብሔር : ፈቃድ : የካህናትን : መዓርግ : ቀምተዋልና : እኒህም : በእሳት : ተቃጠሉ : ንጉሡም : ፈቱ : በለምጽ : ነደደ ። እግዚአብሔር : የተነጋገረው ሙሴም : የክህነትን : ሹመት : ይፈጽም ። ዘንድ : የሚገባውን : ወሰነ ። ክርሱም : ወገን : ካህን : የሚሆነውን : ሁሉ : ለያንዳንዱ : የሚገባውን : ለየ ። ለሌዋውዎን : የሚገባውንም : እንድስ : እንኳ : ከተቀበላት : አገልግሎቱ : ወጥቶ : የተደፋፈረ : ቢኖር : ትጣቱ : ሞት : ነው ።

፪፻፺፮ ጅ፩ ። ሕግ : ባይኖር : ልዩ : ልዩ : ሆኖ : የተሠራ : የመዓርግ : ልዩነትም : ባይኖር : ፍጥረቱ : ሁሉ : በእንድ : ስም : በተጠራ : ነበር ። የሥራውን : ስልት : ከእግዚአብሔር : ዘንድ : በእውቅን : ለየን : እንጂ ። ኤዲሰቆጶሳት : የካህናት : አለቃ : ይሆኑ : ዘንድ : ቀሳውሰት : ያስተምሩ : ዘንድ : ዲያቆናትም : ከነርሱ : ጋር : ያገለግሉ : ዘንድ : ለየን : እንጂ ። መዐርጋትን : የሚለውጡ : ግን : እኛን : የሚቃወሙ : አይደለም ። የፍጥረቱ : ሁሉ : ኤዲሰቆጶሳት : የሆነውን : ታላቁን : ሊቀ : ካህናት : የእግዚአብሔርን : ልጅ ይቃወሙታል : እንጂ ።

፪፻፺፯ አራተኛው : ሰለ : ሁለቱ : ወገን : ይናገራል ።

አንቀጽ : ፱ ።

ሰለ : ካህናት : ሁሉ ።

ዘይኤዝገዝዎሙ ። በደሰ : ጽወጃቱ : ያቤ : አግዚ
አን : ። ሶበ : በአክሙ : ውስተ : ቤት : በሉ :
ሰላም : ይኩን : ለሰብአ : ገንቱ : ቤት ። ወለ
አመ : ሀሎ : ህየ : ብአሴ : ሰላም : ሰላምከሙ :
ይኅድር : ላዕሌሁ : እመሰ : ኢረከበ : ዘይደ
ልዎ : ሰላምክሙ : ያሳባእ : ኅቤክሙ ። እመ
ሰ : ኮነ : ሰላም : ይገብእ : ኅበ : ዘፈነዎ : ሰበ :
ኢረከበ : ዘይደልዎ ። ወመርገምኒ : ካዕበ : ይት
መየጥ : ፈደፋደ : ኅበ : ርአሱ : ለዘፈነዎ : በዓ
መዓ ። ወኮሉ : ዘይረግም : በከንቱ : ረገመ :
ባሕቲቱ : ነፍሶ : በከመ : ይቤ : ሰሎሞን :
ከመ : ያፍ : ዘይሰርር : ከማሁ : መርገማት :
ዕፋዓት : ኢይበጽሑ : ላዕለ : ፩ዱሂ ።

፪፻፺፩

በደሰ : ማወጃቱ : በአንተ : ገንቱ : ኤጲስቆጶስ :
አው : ቀሲስ : አው : ዲያቆን : አው : ዘቡቱ :
መዓርገ : ከህነት : ኢያርኮስ : ልሳኖ : በመር
ገም : ህየንተ : በረከት : ከመ : ኢይረሰ : መር
ገም : ህየንተ : በረከት ። ወያአምር : ነሱ :
ሰለጅዱ : ምቅዋመ : ዚአሁ : ወደፈጽም : ግብሮ
በተግሳጽ : ወይኩኑ : ነሱሙ : በጅዱ : ሕሊና :
ወበጅዱ : መንፈስ ።

፪፻፺፩

ሥርዋጽ : ፯ቱ : አንበረ : ጴጥሮስ : ዘጽወጅዱ :
ወአይኅድግ : ፩ዱሂ : አምቀሳውስት : ወዲያቆ
ናት : ጸሎቶ : ወአይዓአ : ፍጡነ : አምነሃ : ለነ
ገረ : ፩ዱሂ : አምአይሁድ : ወመምለክያነ :
ጣዖት : ወዘገብረ : ዘንተ : ኢይደልዎ : ከመ :
ይትመየጥ : ኅበ : ምቅዋሙ : ዘኮነ : ውስቴቱ :
ቅወመ ።

፪፻፺፩

ረሰጣ : ፶ወጃቱ : ኢይትዐበይ : ኤጲስቆጶስ :
ላዕለ : ቀሳውስት : ወላዕለ : ዲያቆናት : ወኢይ
ትዓዘይ : ቀሳውስት : ላዕለ : ሕዝብ ። አስመ :
ቁመታ : ለቤተ : ክርስቲያን : ውኦቱ : በበይና
ቲሃ : ወሰአመ : ኢሀለወ : ሕዝባውያን : በላ
ዕለ : መኑ : ይሠየሙ : ኤጲስቆጶሳት : ወቀሳው
ስት ።

፪፻፺፩

መጅ : ፫ቱ : ወምግባረ : ካህናት : ሠናይት :
ትጠቅሞሎም : ለብዙኃን : አስመ : ውኦቶሙ :
ይትመሰሉ : ባቲ : ወከማሁ : ካዕበ : ኃጢአቶ
ሙኒ : ትሬስዮሙ : ለሰብአ : ሀካያነ : እምሠና
ያት ።

፪፻፺፩

ዶቅ : ፳ወጃቱ : ኢይደሉ : ለካህናት : አው :
ሰሥዮማን : ከመ : ይንሥኢ : አምጽዋታት :

ከነርሱ : አንዱ : የሚያዟቸው : ነው ። በደሰ :
፳፪ : ጌታችን : “ወደ : ቤት : በገባችሁ : ጊዜ :
ለዚህ : ቤት : ባለቤት : ሰላም : በሉ : ከዚያ :
የሰላም : ሰው : ካለ : ሰላማችሁ : ይደርበት :
የሚገባው : ሰው : ባይገኝ : ግን : ሰላማችሁ :
ወደናንተ : ይመለስ : አለ ። (ማቴ : ፲ : ፲፩-፲፫)
ሰላም : የሚቀበለው : አጥቶ : ወደ : ባለቤቱ :
የሚመለስ : ከሆነ : መርገምም : ደግሞ : በማይ
ገባ : ወደ : ረገመው : ወደ : ራሱ : ይመለሳል ።
በከንቱ : የሚረገም : ሰው : ሁሉ : ሰውነቱን :
ብቻ : ረገመ ። ሰሎሞን : ያፍ : አንደሚበር :
አንዲሁም : የማይገቡ : መርገሞች : በአንዱም :
ላይ : አይደርሱም : አንዳለ : (ምሳ : ፳፮ : ፪) ።

፪፻፺፩

በደሰ : ፶፬ : ሰለዚህ : የክህነት : መዐርግ :
ያለው : ኤጲስቆጶስ : ወይም : ቄስ : ወይም :
ዲያቆን : ወይም : የክህነት : መዓርግ : ያለው :
ሰው : በበረከት : ፈንታ : አንደበቱን : በመር
ገም : አያርከስ : በበረከት : ፈንታ : መርገምን :
አንዳይወርስ : አንዱም : አንዱ : መቋሚያውን
ይወቅ : ሥራውን : በማስተማር : ይፈጽም :
ሁሉም : በአንድ : አሳብና : በአንድ : ልብ :
ይሁኑ ።

፪፻፺፩

ሥርዋጽ : ፯ : ጴጥሮስ : አዘዘ : ፳፩ : ከቀሳው
ስት : ከዲያቆናት : ወገን : አንዱስ : አንኳ :
ጸሎቱን : አይተው : (አያቋርጥ) : ጣዖትን : ከሚ
ያመልኩ : ከአይሁድ : ወገን : ከአንዱ : ጋር :
ለመነጋገር : ከርሷ : ፈጥኖ : አይውጣ : ይህን :
ያደረገ : ቆሞበት : ወደነበረው : ወደመቋሚ
ያው : ይመለስ : ዘንድ : አይገባውም ።

፪፻፺፩

ረሰጣ : ፶፱ : ኤጲስቆጶስ : በቀሳውስቱና : በዲያ
ቆናቱ : ላይ : አይታበይ : ቀሳውስቱም : በሕ
ዝቡ : ላይ : አይታበይ : የቤተ : ክርስቲያን :
አኗኗርዋ : እርስ : በርሷ : በመከባበር : ነውና :
ሕዝባውያንም : ከሌሉ : ኤጲስቆጶሳትና : ቀሳ
ውስት : በማን : ላይ : ይሾማሉ ።

፪፻፺፩

መጅ : ፫ : የካህናት : በጎ : ሥራ : ብዙዎችን :
ትጠቅማቸዋለች : አነርሱ : በሷ : ይመሰሳሱና :
አንደዚሁም : ዳግመኛ : ኃጢአታቸው : ሰዎ
ቹን : ከበጎ : ነገር : አንዲሰንፋ : ታደርጋቸዋለ
ችና ።

፪፻፺፩

ዶቅ : ፳፯ : ካህናት : ወይም : ሹማምንት : ምጽ
ዋትን : መቀበል : አይገባቸውም ። በክህነት :

አንቀጽ ፡ ፱ ፡

ሰለ ፡ ካህናት ፡ ሁሉ ።

ከመ ፡ አይኩን ፡ ሰላቅ ፡ ላዕለ ፡ መዓርገ ፡ ክዛ
ነት ፡ ወአይደሉ ፡ ለ፩ዱሂ ፡ አምኒዮሙ ፡ ከመ ፡
ይከፍል ፡ ሰብ ፡ መክፈልተ ፡ ወአይንግእ ፡
ከኖለ ፡ አምካልኤ ፡ ወአይደሉሐዕ ፡ ከመ ፡ ይኩን
ዝንቱ ፡ ካዕበ ፡ በውሱዱ ፡ ወአሰካልአኒሆሙ ፡
ወአይትፈግሕ ፡ በዝንቱ ፡ ማብር ፡ ወአይረሰዮ፡
ጸድቀ ፡ በእንበለ ፡ በይደልዎሙ ፡ ስሕዝብ ፡
ወዘይግኒ ፡ በእንቲአሆሙ ፡ ከመ ፡ አይኩን ፡
ውሱተ ፡ ዝንቱ ፡ ሕግ ፡ ነውር ፡ ለውሱደ ፡ ቤተ ፡
ክርስቲያን ።

፪፻፺፱ ዘሃወፀቱ ፡ አይደልዎሙ ፡ ሰካህናት ፡ ወለላእ
ካን ፡ ቤተ ፡ ክርስቲያን ፡ ወለሊቃናተ ፡ ምእመ
ናን ፡ ከመ ፡ ይርእዩ ፡ ምንተኒ ፡ አምርአየት ፡
ዘውሱተ ፡ ከብካብ ፡ ወምሳሌት ፡ አላ ፡ ይትኅ
ሥኤ ፡ ወይሐሩ ፡ አምቅድመ ፡ ይባኤ ፡ መስተ
ዛውዓን ።

፫፻፲ በደስ ፡ ጸ፩፩ዱ ፡ ወይትጋብኤ ፡ ነሎሙ ፡ ጊዜ ፡
ንቅወተ ፡ ዶርሆ ፡ ወይግብሩ ፡ ጸሎተ ፡ በመዝ
ሙራት ፡ ወአንብበ ፡ መጸሕፍት ፡ በከመ ፡
አዘዘ ፡ ሐዋርያ ፡ እንዘ ፡ ይብል ፡ “ተመየዮ ፡
ነበ ፡ አንብበ ፡ እስከ ፡ አመጽእ” ። ወዘይደ
ዛር ፡ አምሥዮማን ፡ በእንበለ ፡ ደዌ ፡ ወአን
ጊድ ፡ ይትፈለግ ፡ ወስድወያንሂ ፡ ሐዋርያሙ ፡
ነበ ፡ ቤተ ፡ ክርስቲያን ፡ ይከውኖሙ ፡ ፈውስ ፡
ለእመ ፡ አኩን ፡ ደዋሆሙ ፡ ጸኑህ ፡ ጥተ ፡ ወስእ
ሉሂ ፡ የሐውጽዎሙ ፡ ማእምራኒሆሙ ፡ አም
ሥዮማን ፡ ቤተ ፡ ክርስቲያን ፡ ነሎ ፡ ጊዜ ።

፫፻፳፬ በስ ፡ ሃወፀቱ ፡ ወአይንግእ ፡ ፩ዱኒ ፡ አምሥዮ
ማን ፡ ቤተ ፡ ክርስቲያን ፡ ርዴ ፡ ግሙራ ፡ ዘሃ
ወፀቱ ፡ ወአይምሐል ፡ ፩ዱ ፡ ውቱእ ፡ አምትእ
ዛባተ ፡ መጸሕፍት ። በ፮ ፡ ወአይትመዓዕ ፡
ግሙራ ፡ አላ ፡ ይኩን ፡ ተዲጋግ ። በ፭ወ፩ዱ ፡
ወአይትናገር ፡ ላዕለ ፡ ፩ዱሂ ፡ በእከዩ ፡ አምቅ
ድመ ፡ ይሰማዕ ፡ ነገሮ ፡ እስመ ፡ ጽሑፍ ፡
ውእቱ ፡ በይብል ፡ በይቀድም ፡ ተናገሮ ፡ አም
ቅድመ ፡ ይሰማዕ ፡ ዐብድ ፡ ውእቱ ፡ ወይከውኖ ፡
ነውረ ። በ፮ወፀቱ ፡ ወአይኩን ፡ ገብረ ፡ ለኦሐ
ዱሂ ፡ አምሰብእ ፡ እስመ ፡ አግዚአብሔር ፡ ዘወ
ዘቦሙ ፡ ግእዛን ፡ አይደሉ ፡ ከመ ፡ ይመንንዋ ፡
ለግእዛኖሙ ፡ ወይኩን ፡ አግብርተ ፡ ለሰብእ ።

፫፻፶፪ ዘ፮ወፀቱ ፡ ወአይኩን ፡ ግሙራ ፡ ዕቅናተ ፡ ለሰ
ብእ ፡ ከመ ፡ አይኩን ፡ ምክንያተ ፡ ለእከዩት ።

መዓርግ ፡ ላይ ፡ መዘባበት ፡ እንዳይሆን ፡ ከነ
ርሱ ፡ ለአንዱ ፡ እንኳ ፡ ድርሻውን ፡ ይከፍል ፡
ዘንድ ፡ አይገባውም ፡ ከባልንጀራው ፡ አብልጦ ፡
አይቀበል ። ዳግመኛም ፡ ይህ ፡ ስልጅቹ ፡ ለሌሎ
ችም ፡ ይሆን ፡ ዘንድ ፡ እንዳይሰናከል ፡ በዚህ ፡
ሥራ ፡ ደስ ፡ አይበለው ። ለሕዝቡ ፡ ከሚገባ
ቸው ፡ በቀር ፡ ትሩፋት ፡ አያስመስለው ፡ ስስነ
ርሱም ፡ መልካም ፡ ወሬ ፡ በዚህ ፡ ሕግ ፡ ውስጥ ፡
ሰቤተ ፡ ክርስቲያን ፡ ልጆች ፡ ነውር ፡ እንዳይ
ሆን ።

፪፻፺፱ ካህናት ፡ የቤተ ፡ ክርስቲያን ፡ እገልጋዮች ፡
የምእመናን ፡ እስቆች ፡ ሠርግና ፡ ምሳ ፡ ከተዘጋ
ጀበት ፡ ከማየት ፡ ወገን ፡ ምንምን ፡ ማየት ፡ አይ
ገባቸውም ። ሚዛዝቶቹ ፡ ሳይገቡ ፡ አስቀድ
መው ፡ ተነሥተው ፡ ይሂዱ ፡ እንጂ ።

፫፻፲ በደስ ፡ ጸ፩፩ ፡ ሁሉም ፡ ዶር ፡ በሙኸ ፡ ጊዜ ፡ ይሰ
ብሰቡ ፡ በመዝሙርና ፡ መጸሕፍትን ፡ በማን
በብ ፡ ጸሎት ፡ ያድርጉ ፡ ሐዋርያው ፡ “እስክ
መጣ ፡ ድረስ ፡ መጽሐፍን ፡ በማንበብ ፡ ኑር ፡
(፩ኛ ፡ ጢሞ ፡ ፩ ፡ ፲፫) ብሎ ፡ እንዳዘዘ ። ከሹማ
ምት ፡ ወገን ፡ ሳይታመምና ፡ መንገድ ፡ ሳይ
ሄድ ፡ ከጸሎተ ፡ ማንበር ፡ የሚቀር ፡ ይሰይ ።
ድወያንም ፡ ወይቤተ ፡ ክርስቲያን ፡ በመሂዳ
ቸው ፡ ድኅነት ፡ ይሆናቸዋል ፡ ደዋያቸው ፡
እጅግ ፡ የጸና ፡ ካልሆነ ፡ አይቅሩ ። እነዚህንም ፡
ከቤተ ፡ ክርስቲያን ፡ ሹማምንት ፡ ወገን ፡ የሚ
ያውቋቸው ፡ ሁል ፡ ጊዜ ፡ ይጠይቋቸው ።

፫፻፳፬ በስ ፡ ሃ፩ ፡ ከቤተ ፡ ክርስቲያን ፡ ሹማምት ፡ ወገን ፡
አንዱ ፡ ስንኳ ፡ ፈጽሞ ፡ አራጣ ፡ አይቀበል ።
ሃ፱ ፡ አንዱ ፡ እንኳ ፡ መጸሕፍት ፡ ካዘዙት ፡
ወጥቶ ፡ አይማል ። ፳ ፡ ታጋሽ ፡ ይሁን ፡ እንጂ ፡
ፈጽሞ ፡ አይቆጣ ። ፳፩ ፡ ነገሩን ፡ ከመስማቱ ፡
አስቀድሞ ፡ በአንዱም ፡ ላይ ፡ ክፉ ፡ አይናገር ።
“ነገሩን ፡ ሳይሰማ ፡ አስቀድሞ ፡ የሚናገር ፡
ሰው ፡ ሰነፍ ፡ ነው ፡ ነውርም ፡ ይሆንበታል ።”
(ምሳ ፡ ፲፰ ፡ ፲፫) ። የሚል ፡ ጽሑፍ ፡ አለና ።
፳፫ ፡ ከሰው ፡ ወገን ፡ ለአንዱ ፡ እንኳ ፡ ተገዥ ፡
አይሁን ፡ ነገንቱን ፡ የሰማቸው ፡ አግዚአብሔር ፡
ነውና ፡ ነገንታቸውን ፡ ይንቋት ፡ ዘንድ ፡ ለሰውም
ተገዥች ፡ ይሆኑ ፡ ዘንድ ፡ አይገባም ።

፫፻፶፪ ፳፬ ፡ የክፋት ፡ ምክንያት ፡ እንዳይሆኑ ፡ ሰሰው ፡
ፈጽሞ ፡ እንቅፋት ፡ አይሁኑ ፡ ስለ ፡ ሥራችን ፡

አንቀጽ : ፱ ።

ሰለ : ካህናት : ሁሉ ።

እስመ : ለእመ : ፀረፈ : ፩ዱሂ : ላዕለ : እግዚአብሔር : በእንተ : ምግባራቱን : ወይኤብሱ : በርእየ : ዚእነ : ንሕነ : ንክውን : ምክንያተ : ለኩሉ : እከይ ። ዘጅወጁቱ : ወኢየሐሰዉ : ግሙራ : ሥዩማን : ቤተ : ክርስቲያን ። ዘጅወጁቱ : ወኢይጻልዩ : ላዕለ : አውሰቦ : ዳግማዊ ።

እንዲሁ : እንኳ : በእግዚአብሔር : ላይ : ቢሳደብ : እኛን : በማየት : ይበድላሉና : ለክፋት : ሁሉ : ምክንያት : እንሆናለን ። ፳፮ : የቤተ : ክርስቲያን : ሹማምት : ፈጽሞ : አይዋሹ ። ፸፪ : በሁለተኛ : ጋብቻ : ላይ : አይጻልዩ ።

፫፻፫ ሥርዋጽ : ጅቱ : ዘውእቱ : ጸሎተ : ተክሊል : ወኢኮ : ጸሎተ : ናትሐት ።

፫፻፫ ሥርዋጽ : ፰ : ይኸውም : የፍትሐት : ጸሎት : ያይደለ : የተክሊል : ጸሎት : ነው ።

፫፻፬ ዘጅወጁቱ : ወኢይባእ : ውስተ : ጉባኤ : አይሁድ : አው : ዘይመስሎ : ዘጅወጁቱ : ወኢይሔር : ኅዘ : ማእደ : ሐራ : ጥቃ : ወኢይፍቅድ : ምንተኒ ።

፫፻፬ ፸፫ : ወደ : አይሁድ : ጉባኤ : ወይም : ወደሚመስለው : አይግባ ። ፸፰ : ወደ : ሐራ : ጥቃ : ማዕድ : አይሂድ : ምንም : አይፍቀድ ።

፫፻፭ ዘጅወጁቱ : ወእምከመ : ሳሙ : መነሂ : ለእመ : ኮነ : ጠቢብ : ኢይግባእ : ከመ : ይግዝር ። ወለእመ : ተሠይመ : ፩ዱሂ : እመ : ኮነ : ሀቀቤ : ሥራይ : ኢይትመየጥ : ከመ : ይግበር : ምንተኒ ። ወእመኒ : ኮነ : ነሃቤ : ብሩር : አው : ገባራ : ምስል : ወኢይትመየጥ : ከመ : ይግበር : ሥዕለ : ጣዖት ።

፫፻፭ ፹፬ : ማንንም : ከሾሙ : ዘንድ : ጥበበኛ : እንኳ : ቢሆን : እገዝራሰው ? አይበል ። እንዲሁ እንኳ : ቢሾም : ሐኪም : ቢሆን : ምንምን : ለመሥራት : አይመለስ ። ብር : እንግሪ : ወይም : ምስል : ሠሪ : ቢሆን : የጣዖት : ሥዕል ይሠራ : ዘንድ : አይመለስ ።

፫፻፮ ሥርዋጽ : ፱ : ተነግረ : እምድኅረ : ቀኖና : ዘተጽሕፈ : ለነገሥታት : ከመ : ይዕቀቡ : ካህናት : ስብሐታተ : ወጸሎተ : ቍርባናት : ወዘሰ : አየእምር : ያንብብ : መጻሕፍተ ። ወካዕባ : ይትግብቡ : ካህናት : እምተደምሮተ : ብእሲት : ዘማዊት : እመሂ : ምስሰ : ዘመደሙ : አው : ምስለ : ነኪራት : አላ : ይገሥቱ : ዘማውያን : በመጻሕፍተ : እግዚአብሔር : ከመ : ይትመየጡ ።

፫፻፮ ሥርዋጽ : ፱ : ለነገሥታት : ከተጻፈው : ሕግ : በኋላ : ተነገረ ። ካህናት : ምስጋናዎችንና : የቍርባኑን : ጸሎት : ያደርሱ : ዘንድ : የማያውቅ : ግን : መጻሕፍትን : ያንብብ : ዳግመኛም : ካህናት : ከዘማዊቱ : ሴት : ጋር : እንድ : ከመሆን : ይጠበቁ ። ከዘመዶቻቸው : ወይም : ከባዕዶች : ጋር : ቢሆን : ይመለሱ : ዘንድ : በእግዚአብሔር : መጻሕፍት : ዘማውያንን : ይምክሩ : እንጂ ።

፫፻፯ ዘጅወጁቱ : ወኢይኩን : ሥዩመ : ቤተ : ክርስቲያን : ለ፩ዱሂ : መጋቢ : ከመ : አይርከቦ : ኅዘን : ወኢይኩን : ኅፍረት : በመዓርገ : ከህነት : እመንገሌው : ወካልእኒው ። ዘጅወጁ : ወኢይንግዳ : ግሙራ : አላ : ይትመሀሩ : ግብረ : እድ : በዘየሐይወ : በግብረ : እደዊሆሙ ።

፫፻፯ ፹፯ : የቤተ : ክርስቲያን : ሹም : ለእንዲሁ : እንኳ : መጋቢ : አይሁን : ኅዘን : እንዳያገኘው : ክርስቲያን : ከባልንጀራዎቹ : የተነገ : በከህነት : መዓርግ : ኅፍረትም : እንዳይሆን ። ፹፩ : ፈጽሞ : አይነግዱ : በእጃቸው : ሥራ : በሚጠቀሙ : ገንዘብ : ግብረ : እድ : ይማሩ : እንጂ ።

፫፻፰ ዘጅወጁቱ : ወኩሉ : ናትሕ : ዘተሠርቦ : በእንተ ሥዩማን : ቤተ : ክርስቲያን : ኢይሰድም : ኅዘ : መእንንተ : ዓለም : ዳእሙ : ይሰድም : ኅዘ : ኤኢስቆጶስ : አው : ኅዘ : ርእስ : ቀላውስት : ከመ : ይፍትሐ : ቦቱ : ላዕሌሆሙ : አኮ : መኳንንተ : ዓለም : ዘይፈትሐ : ላዕስ : ቤተ : ክርስቲያን : አላ : ቤተ : ክርስቲያን : ትፈትሕ :

፫፻፰ ፺፪ : ሰለ : ቤተ : ክርስቲያን : ሹማምት : የተሠራውን : ፍርድ : ሁሉ : ወደዚህ : ዓለም : ገዡች : አይውሰዱት : ወደ : ኤኢስቆጶስ : ወይም : ወደ : ሊቀ : ካህናቱ : ይወስዱት : እንጂ ። በርሱ : ላይ : ይፈርዱበት : ዘንድ : በቤተ : ክርስቲያን : ላይ : የሚፈርዱ : የዓለም : ገዡዎች : አይደሉም ። ቤተ : ክርስቲያን : በሁ

አንቀጽ : ፱ ።

ሰለ : ካህናት : ሁሉ ።

ላሰለ : ነጥሎች : ለሌሎች ።

ላቸውም : ላይ : ለእያንዳንዱ : ትፈርዳለች : እንጂ ።

፫፻፱ ክፍል : ዳግም : በእንቅጥ : ትላባዘ : ሕዝብ : ከመ : ያክብሩ : ካህናት : ወይም : ደቅመሰ ልዎሙ : ካህናት : ወይም : ምሰሌ ሆሙ : ቦታ ።

፫፻፱ ክፍል : ፪ : ሰለ : ሕዝቡ : ትላባዘ : ካህናቱን : ያክብሩ : ዘንድ : ካህናቱም : ይመሰላቸው : ዘንድ : የሚገባውን : ክንርሱም : ጋር : የሚያ ደርጉትን : ይናገራል ።

፫፻፺ ድሰቅ : ፳ : በከመ : ባሰድ : ዘእኮነ : ውላቱ : እምሌዋውያን : እይትከሀሎ : ይፀር : ምን ተኒ : አው : ያብእ : ምንተኒ : ኅዘ : ምሥዋሶ : ዘእንበሰ : ካህን : ከማሁ : አንትሙኒ : ኢት ግበሩ : ምንተኒ : ዘእንበሰ : ኤዲሰቆዳሰ : ወእመ አኮሰ : ይከውን : ከንቶ : ወእይሜኒ : ከመ : ያዝያን : ወሳላል : ዘገብሩ : ግብረ : ከሀንት : እንዘ : እይደልዎሙ ። ወአኮነ : ውላቱ : ያዘ ያን : ካህን : ዘኮነ : ሥርግወ : በሰምጽ : በእ ንት : ኃጢአቱ ። ወከማሁ : ነጥሉ : ሕዝባዊ : እይድግን : እምነጥኒ : እሰመ : ውላቱ : መነኖ : ለእግዚአብሔር : ወተሀበሰ : ላሰለ : ከሀንት : ወንሥአ : ለዋቲ : ክብር : በርእሱ : ወእተመ ሰሎ : ለክርሰቶሰ : ዘእንእይ : ወእሰብሐ : ርእሶ : ከመ : ይኮን : ሊቀ : ካህናት : ዳእሙ : ተፀገው : እስከ : ሰምዖ : ለአብ : እንዘ : ይብል : “መሐል : እግዚአብሔር : ወእይኔሰኦ : ከመ : አንተ : ካህን : ሰዓሰም : በከመ : ሚሙቱ : ለመ ልክ : ጼዴቅ” ። ወሰእመ : ኮን : ክርሰቶሰ : ዘእተሰብሐ : ባሕቲቲ : ዘእንበሰ : አቡሁ : እንዘ : ውላቱ : ሰሩይ : ምሰሌሁ : ወውላቱ : ሾዱ : ምሰሌሁ : በነጥሉ : ግብር : ወእር : ይት ከሀሎ : ለጾዳሂ : ከመ : ይንግእ : ከሀንተ : ለር እሱ : ዘእንበሰ : ይንግእ : ዘንተ : መዓርን : እምዘይትሌዓል : እምኔሁ ። እያውዓዩሎን : እሳት : ለደቂቀ : ቆራ : እንዘ : እሙንቲ : ነገደ : ሌዊ : ሰበ : ተቃወምዎሙ : ለሙሴ : ወእርን : ወገሙ : ዘእይደሉ : ሎሙ ።

፫፻፺ ድሰቅ : ፳ : ከሌዋውያን : ወገን : ያይደለ : ባሰድ : ምንምን : መሸከም : እንደማይቻለው : ወይም : ከካህኑ : በቀር : ምንምን : ወደቤተ : መቅደሱ : ያገባ : ዘንድ : እንደማይቻለው : እናንተም : እንደዚሁ : ያሰ : ኤዲሰቆዳሰ : ፈቃ ድ : ምንም : አትሥሩ ። እንደዚህ : ካልሆነ : ግን : ከንቱ : ይሆናል : እያምርም : ሳይገባ ቸው : የከሀንትን : ሥራ : እንደሆሩ : እንደ : ያዝያንና : እንደ : ሳላል : ያዝያን : ካህን : ሰለ : ኃጢአቱ : በሰምጽ : ዝንጉርጉር : የሆነ : እይ ደሰምን ? እንደዚሁም : ሕዝባዊ : ሁሉ : ከቅ ጣት : እይድንም : እርሱ : እግዚአብሔርን : ንቆታልና : በከሀንት : ላይ : ተደፋፋሮ : ለራሱ : ይሆኑን : ከብር : ተቀበለ ። ሲቀ : ካህናት : ይሆን : ዘንድ : ራሱን : ፈጽሞ : ያላመሰገነ : ክርሰቶሰንም : አልመሰለውም ። “እንደመል ከጼዴቅ : ሸመት : የዓለሙ : እገልጋይ : አንተ : ነህ : ሲል : እግዚአብሔር : ማለ : አል ተመሰሰምም : ሲል : አብን : እስኪሰማው : ድረስ : ታገሁ : እንጂ” (ሰብ : ፭ : ፭ - ፮) ። ክርሰቶሰ : ክርሱ : ጋር : የተካከለ : ሲሆን : ያላባቱ : ብቻውን : ያልተመሰገነ : ከሆነ : እር ሱም : በሥራው : ሁሉ : ክርሱ : ጋር : እንድ : ነው ። እንዲሁ : እንኳ : ክርሱ : ከሚበልጠው : ይህንን : መዓርግ : ሳይቀዘል : ለራሱ : ከሀን ትን : ይቀበል : ዘንድ : እንዴት : ይቻላል ? እነርሱ : የሌዊ : ወገን : ሲሆኑ : ሙሴንና : እርንን : በተቃወሟቸው : ጊዜ : የማይገባቸ ውንም : ዘዳሁሱ : ጊዜ : የቆራን : ልጆች : አሳት : አላቃጠለቻቸውምን ? ።

፫፻፲፩ ወሰዘሂ : ኮን : ዘይትሰእኮ : ለእጋንንት : ይከ ብሩ : እምሰብእሙ : ወእይፈጽሙ : ምንተኒ : እምግብርሙ : አንተ : ይእቲ : ሰሳቅ : ዘእን በሰ : ካህን : ወይም : ደቅመሰሎሙ : ከመ : በመ : ልሳን : ለእልክቲ : እእባን : ወነጥሎ : ዘይኤዝ ዞሙ : ይሰምሶም : ከያሁ : ወይንብሩ : ወይሬ እይ : ከመ : ከብሩ : ክብርት : ይእቲ : ለጣዖት :

፫፻፲፩ እጋንንትን : የሚያገለግሉ : ከወገኖቻቸው : የሚከብሩ : ከሆነ : ይኸቸውም : ዘዘት : ናት : ከካህኑ : በቀር : ምንም : ሥራቸውን : የማይ ጨርሱ : ከሆነ : እነዚህ : ድንጋዮች : እንደባት ያላቸው : ይመሰላቸዋል ። የሚያዘባቸውን : ሁሉ : እሱን : ይሰሙታል ። ይሠራሉም : ነፍሰ : የሌለው : የጣዖት : ክብሩ : የከበረች :

አንቀጽ : ፱ ።

ዘአልቦቱ : ነፍሰ ። አፎኬ : ዘኢይደሉ : ላዕሌን : ለነኒ : አለ : ብነ : ሃይማኖት : ብርዛት : ወተ ሰፋ : ጽድቅት : ወጸኒሐ : ዕሄት : ዘለዓለም : ዘምልእት : ስብሐተ : አንበል : ፍርሃት : ከመ : ናክብሮ : ለእግዚአብሔር : አምላክነ : ቅድመ : ወአምዝ : ለካህናቲሁ : ወነሐሲ : በአንተ : ኤጲስቆጶስ : ከመ : አሙንቱ : አፋሁ : ለእግ ዚአብሔር ።

፫፻፲፪

ወለአመ : ኮነ : አሮን : አገወ : ሙሴ : ሶበ : ረድእ : ለሙሴ : በነገር : ተሰምዖ : ነቢዩ : ወተ ሰምዖ : ሙሴ : አምላክ : ለፈርዖን : ዘውአቱ : ንጉሥ : ወሊቀ : ካህናት : ጎቡረ : ከግክሙ ። ሰማዕክሙ : በከመ : ይብሎ : እግዚአብሔር : ሎቱ : አነ : ረሰይኩክ : አምላክ : ለፈርዖን : ወአሮን : አኑክ : ይኩን : ለክ : ነቢዩ : ለምን ትኬ : አንትሙ : ዘኢትሔልዩ : ዓራቅያኒክሙ : በአንተ : ነገር : ከመ : አሙንቱ : ነቢያት : ወኢትትለአከዎሙ : ከመ : አግብርተ : እግዚ አብሔር ። ወዲያቆንኒ : ይአዜ : ውአቱ : ንቡር : ለክሙ : በምቅዋመ : አሮን : ወኤጲስቆጶስኒ : አምሳለ : ሙሴ ። ወሶበ : ኮነ : ዘሰመዮ : እግ ዚአብሔር : አምላክ : ወአንትሙኒ : አክብርዎ : ካዕበ : ለኤጲስቆጶስ : ከመ : አምላክ : ወለዲያ ቆንኒ : በአምሳለ : ነቢይ : ውአቱ : ሎቱ ።

፫፻፲፫

ዘ፯ቱ : ወዘይትናገር : ቃለ : ጎሡመ : ላዕለ : ኤጲስቆጶስ : ናሁ : አበሰ : ላዕለ : እግዚአብሔር : ኢሰማዕክሙኑ : ዘይቤ : እግዚአብሔር : ኢትት ናገሩ : ነገረ : አኩዩ : ላዕለ : አማልክት ። ወኢይ ምሰልክ : ዝንቱ : ትእዛዝ : ዘተብህለ : በአንተ : ጣዖታት : አላ : በአንተ : ካህናት : ወፈታሕት : ዘተብህለ : በአንተአሆሙ : “አማልክት : አን ትሙ : ወደቂቀ : ልዑል : ዙልክሙ : ትሰመዩ” ወካዕበ : ይቤሎሙ : ሙሴ : ለሕዝብ : አለ : ተቃወምዎ : ሎቱ : አኮ : ላዕሊዩ : ዘታንጉረ ጉሩ : አላ : ላዕለ : እግዚአብሔር : አምላክ ። ወሶበ : ኮነ : ዘይቤሎ : ለሕዝባዊ : አ : ስሱዕ : አው : ዐብድ : ኢይድጎን : አምዙነኒ : አሰመ : ዝንቱ : ትዕይርት : ይክውን : ላዕለ : ክርስቶስ : ወአፎኬ : ይክውን : ቃለ : ዘይቤ : ላዕለ : ኤጲስ ቆጶስ : በአንብሮ : አዲሁ : ዘወሀበክሙ : እግዚ አብሔር : መንፈስ : ቅዱስ ።

ሰለ : ካህናት : ሁሉ ።

አንደሆነች : ያዖሉ ። የተረዳች : ሃይማኖት : የከበረች : አለኝታ : ያለፍርሃት : ምስጋናን : የተመላች : የዘለዓለም : ዋጋ : ደጅ : ጥናት : ያለን : እኛማ : አስቀድመን : አምላካችንን : እግዚአብሔርን : ቀጥሎ : ካህናቱን : ማከበር : እንዴት : አይገባንም ? እነርሱም : የእግዚአብ ሔር : አፍ : አንደሆኑ : ሰለ : ኤጲስቆጶስ : እናስብ ።

፫፻፲፪

የሙሴ : ወንድም : አሮን : ሙሴን : በነገር : በረዳው : ጊዜ : ነቢይ : የተባለ : ከሆነ : ሙሴ ም : የፈርዖን : አምላክ : ተባለ : ይኸውም : እንደናንተ : በአንድነት : ንጉሥ : ሊቀ : ካህ ናት : የተባለው : ነው ። እግዚአብሔር : እር ሱን : እኔ : የፈርዖን : አምላክ : አደረግሁህ : አንዳለው : ሰምታችኋል : ወንድምህ : አሮ ንም : ለአንተ : ነቢይ : ይሁንህ : ስለነገር : የሚያስታርቋችሁ : ነቢያት : እንደሆኑ : ለምን አታስቡም ? የእግዚአብሔርም : አገልጋዮች : እንደመሆናቸው : ለምን : አታገለግሏቸውም ? ዲያቆኑም : ዛሬ : በአሮን : ቦታ : አለላችሁ ። ኤጲስቆጶሱም : በሙሴ : አምሳል : እግዚአብ ሔር : አምላክ : ብሎ : የጠራው : ከሆነ : እና ንተም : ዳግመኛ : ኤጲስቆጶሱን : እንደ : አም ላክ : ዲያቆኑንም : በነቢዩ : አምሳል : አክብ ሩት ።

፫፻፲፫

፯ : በኤጲስቆጶሱ : ላይ : ከፋ : ቃል : የሚናገር : እነሆ : እግዚአብሔርን : በደለ ። እግዚአብሔር በአማልክት : ላይ : ከፋ : ነገር : አትናገሩ : ያለውን : አልሰማችሁምን ? ስለ : ጣዖታቱ : ይህ : ትእዛዝ : የተባለ : አይምሰልህ ። ስለካህ ናትና : ስለዳኞች : ስለእነርሱ : የተባለ : ነው : እንጂ : “እናንተም : ሁላችሁ : አማልክትና : የልዑል : ልጆች : ትባላላችሁ” ። (መዝ : ፳፩ : ፮) ። ዳግመኛም : ሙሴ : የሚቋቋሙትን : ሕዝብ : በእኔ : ላይ : የምታንገራጉሩ : አይደላ ችሁም : በእግዚአብሔር : አምላክ : ላይ : ታን ጉራጉራላችሁ : እንጂ ። (ዘኁል : ፲፮ : ፲፩) ። አላቸው ። ሕዝባዊውን : (ጨዋውን) : አንተ : ስሱ : ወይም : አንተ ሰነፍ : የሚለው : ከቅ ጣት : የማይድን : ከሆነ : ይህ : ተግዳሮት : በክርስቶስ : ላይ : ነውና : በአንብሮተ : አድ : እግዚአብሔር : መንፈስ : ቅዱስን : በሰማችሁ በኤጲስቆጶሱ : ላይማ : ይህን : ቃል : የተናገረ :

፫፻፶፬ ረሰጣ ፡ ፲፱፩፩ ፡ አ ፡ ወልድዮ ፡ ለዘነገረክ ፡
 ቃለ ፡ እግዚአብሔር ፡ ወኮነክ ፡ ምክንያተ ፡
 ለሕይወት ፡ አክብሮ ፡ ከመ ፡ እግዚአብሔር ፡
 በኩሉ ፡ ኃይልክ ፡ እምሐራ ፡ ገጽክ ፡ መጻግ ፡
 እደክ ። ወእምከመሰ ፡ እግዚአብሔር ፡ ናሁ ፡
 ረሰዩክ ፡ ድልወ ፡ ከመ ፡ ትንግላ ፡ እምኔሁ ፡
 መብልፀ ፡ መንፈሳዊ ፡ ወሥጋዊ ፡ ወሕይወተ ፡
 ዘለዓለም ፡ ወእንተኒ ፡ ይደልወክ ፡ ከመ ፡ ተሀቦ ፡
 ፈድፋድ ፡ መብልፀ ፡ ማሳኔ ፡ ወዘመናዊ ።
 ወናሁ ፡ ተጽሕፈ ፡ ለነ ፡ ከመ ፡ ይደልዎ ፡ ዓስቦ ፡
 ለዘይትቀነይ ። ዓዲ ፡ ይቤ ፡ “አትናዕም ፡
 እፋሁ ፡ ለብዕራይ ፡ ሶዘ ፡ ታከይድ ፡ እከለ” ።
 ወእልቦ ፡ ሕዳሂ ፡ ዘይተክል ፡ ወይነ ፡ ወእይቦ
 ልዕ ፡ ፍራሁ ።

፫፻፶፭ ድስቅ ፡ ፲፱፩፩ ፡ ወእንኤዝዝ ፡ ምንተኒ ፡ ለሕዳ
 እምሕዝባውያን ፡ ከመ ፡ ይግበር ፡ እምግብረ ፡
 ከህነት ፡ እንተ ፡ ይአቲ ፡ መጥም ፡ ቀርባን ፡
 ወጥምቀተ ፡ ክርስትና ፡ ወአንብሮተ ፡ እድ ፡
 ለሚመተ ፡ ከህነት ፡ እለቦቤይ ፡ ወእለንኤስ ።

፫፻፶፮ ኃምሰ ፡ በእንተ ፡ ዘይትኪነነ ፡ ቦቲ ፡ ረሰጣ ፡
 ፲፱፩፩ ፡ ጠስ ፡ ፲፱፩፩ ፡ ሕዳሂ ፡ ንኤዝዝ ፡
 ከመ ፡ አይባእ ፡ ቀሲስ ፡ ወዲያቆን ፡ ውስተ ፡
 ተሐብዮ ፡ ወእአኅዘ ፡ እምሁስተ ፡ ሰብአ ፡ መዓ
 ርጋት ፡ ወዘተሀበለ ፡ ሳዕለ ፡ ዝነቲ ፡ ይትመተር ፡
 እምከህነቲ ። ዘጸወዪቲ ፡ ዘጸወዪቲ ፡ እመቦ ፡
 ካህን ፡ ዘተሐብዮ ፡ ብእሴ ፡ ይትጥንሥ ፡ እምቤተ ፡
 ክርስቲያን ።

፫፻፶፯ ዘጸወዪቲ ፡ ወእመቦ ፡ ካህን ፡ ዘሐጸወ ፡ ርእሶ ፡
 ይትመተር ፡ እመዓርገሁ ። ወእመቦ ፡ ምእ
 መን ፡ ዘሐጸወ ፡ ርእሶ ፡ ይትፈለጥ ፡ ወከማሁ ፡
 እንበሩ ፡ ጉባኤ ፡ ኒቅያ ፡ ዘጸ ፡ እመቦ ፡ ዘሐጸወ ፡
 ርእሶ ፡ እመ ፡ ኮነ ፡ ካህን ፡ ይትመተር ፡ እመዓሮ
 ገሁ ፡ ወለእመ ፡ ኮነ ፡ ሕዝባዊ ፡ እይኩን ፡
 ካህን ። ወአጸጸት ፡ ካዕበ ፡ ቀኖና ፡ ሐዋርያት ።
 በስ ፡ ጅቲ ፡ ጸወጃዱ ፡ ጸወዪቲ ፡ ሕዳሂ ፡ ወዘሐ
 ጸወ ፡ ርእሶ ፡ እመ ፡ ኮነ ፡ ካህን ፡ ይትመተር ፡
 ወይሰይድ ፡ እምቤተ ፡ ክርስቲያን ፡ ቫተ ፡
 ዓመተ ፡ ወለእመ ፡ ኮነ ፡ ሕዝባዊ ፡ ይትፈለጥ ፡
 ቫተ ፡ ዓመተ ።

፫፻፶፰ ዘጸወዪቲ ፡ ወካህን ፡ ዘአዝሰፈ ፡ ተዋንዮ ፡ ቀር
 ቁስ ፡ ለእመ ፡ አኅይገ ፡ ይትመተር ፡ እመዓር
 ገሁ ፡ ወከማሁ ፡ ኩሉሙ ፡ ምእመናን ። ዘ፱

እንዴት ፡ ይሆን ? ።

፫፻፶፱ ረሰጣ ፡ ፲፩ ፡ ልጄ ፡ ሆይ ፡ የእግዚአብሔርን ፡
 ቃል ፡ የነገረህንና ፡ ለሕይወት ፡ ምክንያት ፡
 የሆነህን ፡ ከፊትህ ፡ ላብና ፡ ከእጅህ ፡ ድካም ፡
 ባገኘኸውና ፡ በኃይልህ ፡ ሁሉ ፡ እንደ ፡ እግዚ
 አብሔር ፡ አክብረው ፡ (ርጸው) ፡ እነሆ ፡ እግዚ
 አብሔር ፡ ሥጋዊውንና ፡ መንፈሳዊውን ፡ ምግ
 ብ ፡ የዘሰዓለምን ፡ ሕይወት ፡ ከርሱ ፡ እንድትቀ
 በል ፡ ዝግጁ ፡ ካደረገህ ። እንተም ፡ ፈጽሞ ፡
 ጠሬውንና ፡ ዘመናዊውን ፡ ምግብ ፡ ትሰጠው ፡
 ዘንድ ፡ ይገባሃል ። እነሆ ፡ ለሚያገለግል ፡ ዋጋ
 ው ፡ እንደሚገባው ፡ ተጽፎልናል ። ዳግመኛም ፡
 እህል ፡ በምታበራይበት ፡ ጊዜ ፡ የበራውን ፡
 አፍ ፡ አትለጉመው ፡ እለ ፡ እንዲስ ፡ እንኳ ፡
 ወይን ፡ ተክሎ ፡ ፍሬውን ፡ የማይበላ ፡ የለም ።
 ድስቅ ፡ ፲፩ ፡ ከከህነት ፡ ሥራ ፡ ወገን ፡ ከሕዝባ
 ውያን ፡ ወገን ፡ ለአንዱ ፡ ይሠራ ፡ ዘንድ ፡
 ምንም ፡ እናዝዝም ። ይኸውም ፡ ሥጋውንና ፡
 ደሙን ፡ ማቀበል ፡ የክርስትና ፡ ጥምቀት ፡ ማጥ
 መቅ ፡ ለታላቅም ፡ ሆነ ፡ ለታናሽ ፡ ለከህነት ፡
 ሹመት ፡ እጅን ፡ መጫን ፡ ነው ።

፫፻፶፯ እምስተኛ ፡ ሰለሚቀጠቡት ፡ ይናገራል ። ረሰጣ
 ፲፩ ፡ ጠስ ፡ ፲፱፩፩ ፡ ሕዳሂ ፡ ቁስ ፡ ዲያቆንም ፡ መዓ
 ርግ ፡ ካላቸው ፡ ስዎች ፡ ወገን ፡ ዋስ ፡ ወይም ፡
 ተያዥ ፡ እንዳይሆን ፡ እናዝዛለን ። ይህን ፡ የተ
 ደፋፈረ ፡ ግን ፡ ከከህነቲ ፡ ይሻር ። ጸ፪ ፡ ጸ፪ ፡
 ለስው ፡ ዋስ ፡ የሆነ ፡ ካህን ፡ ቢኖር ፡ ከዚተ ፡
 ክርስቲያን ፡ ግለይ ።

፫፻፶፯ ጸ፪ ፡ የራሱ ፡ ግለይ ፡ የሰለበ ፡ ካህን ፡ ቢኖር ፡
 ከሹመቲ ፡ ይሻር ፡ የራሱንም ፡ አካል ፡ የሰለበ ፡
 ምእመን ፡ ቢኖር ፡ ይለይ ። የኒቅያ ፡ ጉባኤም ፡
 በጽኛው ፡ እንቀጽ ፡ እንደዚሁ ፡ አዝዘዋል ፡
 የራሱን ፡ አካል ፡ የሰለበው ፡ ካህን ፡ ቢሆን ፡
 ከሹመቲ ፡ ይሻር ። ሕዝባዊ ፡ ቢሆን ፡ ግን ፡
 ካህን ፡ አይሁን ። ዳግመኛም ፡ የሐዋርያት ፡
 ቀኖና ፡ እዝዛሰኝ ። በስ ፡ ጅ ፡ ጸ፩ ፡ ጸ፪ ፡ ሕዳሂ ፡
 የራሱን ፡ አካል ፡ የሰለበ ፡ ካህን ፡ ቢሆን ፡ ይሻር ፡
 ሦስት ፡ ዓመትም ፡ ከዚተ ፡ ክርስቲያን ፡ ይለይ ።
 ሕዝባዊ ፡ ቢሆን ፡ ግን ፡ ሦስት ፡ ዓመት ፡ ይለይ ።

፫፻፶፰ ጸ፪ ፡ ገበጣ ፡ መጫወትን ፡ የሚያዘውትር ፡
 ካህን ፡ መጫወቱን ፡ ባይተው ፡ ከሹመቲ ፡ ይሻ
 ር ፡ እንደዚሁም ፡ ምእመናን ፡ ሁሉ ። ፶፪ ፡ ካህ

አገቀጽ ፡ ፱ ።

ወፀኑ ፡ አመቦ ፡ ካህን ፡ አው ፡ ሕዝባዊ ፡ ዘሰ
ሐቀ ፡ በበገም ፡ አው ፡ በዕወር ፡ አው ፡ በነቋር ፡
አው ፡ በሐንካሰ ፡ ይትረሰጥ ።

፫፻፲፱ ረሰጠጅ ፡ ጳውሎስ ፡ ወዘተረክበ ፡ በገሙት ፡
አው ፡ በሰርቅ ፡ አው ፡ በመሐላ ፡ ዘሐሰት ፡ ይት
መተር ፡ እምክህነቱ ፡ ወኢያሱደድ ፡ እስመ ፡
እግዚአብሔር ፡ እያኳንን ፡ በ፩ዱ ፡ አበሳ ፡
፪ተ ፡ ጊዜያተ ።

፫፻፳ ዘግተጌቱ ፡ ወዘተግሳሠ ፡ እምአውሰቦ ፡ ወበ
ሊዐ ፡ ሥጋ ፡ ወስትዩ ፡ ወይን ፡ እንዘ ፡ ይሔሊ ፡
ክመ ፡ ርኩሳን ፡ እሙንቱ ፡ ወሕሩማን ፡ ሎቱ ፡
ወዘረሰዩ ፡ ርእሶ ፡ ዘይኳይሰ ፡ እምቢጼ ፡ በእ
ንተ ፡ ዝንቱ ፡ ይትመተር ፡ እመሰ ፡ ኅድገ ፡
ዘንተ ፡ በእንተ ፡ ፍኖተ ፡ ተፀምዶ ፡ ወምንኮ
ስና ፡ ወተቀንዮ ፡ ለእግዚአብሔር ፡ ብወሕ
ዘግወፀቱ ፡ ወለእመ ፡ በልዐ ፡ በቤተ ፡ ምዝ
ፋናት ፡ ወስትዩ ፡ በማኅደረ ፡ ዘማውያን ፡
ይሰደድ ። ዘግወፀቱ ፡ አው ፡ በልዐ ፡ ማውታ ፡
አው ፡ ብላዐ ፡ አርዌ ፡ ይላእ ። ወከማሁ ፡ ኮሱ ፡
ዘይብውእ ፡ ምክራብ ፡ አይሁድ ፡ ሰጸልዮ ፡
ወቤተ ፡ ሐራ ፡ ጥቃ ፡ ሰረኪበ ፡ ፈውሰ ፡ ባቲ ፡
ይትመተር ፡ ወይሰደድ ፡ እምቤተ ፡ ክርስቲ
ያን ።

፫፻፳፩ ዘግወፀቱ ፡ ወከማሁ ፡ ኮሱ ፡ ዘይጸውም ፡ ምስለ ፡
አይሁድ ፡ ወይገብር ፡ በዓለ ፡ ምስሌዮሙ ፡
አው ፡ ነሥእ ፡ እምክዮሙ ፡ ክብረ ፡ በዓላቲ
የሙ ፡ ዘክመ ፡ ናእት ፡ ወዘይመስሎ ፡ እመ ፡
ኮነ ፡ ካህን ፡ ይትመተር ፡ ወለእመ ፡ ኮነ ፡ እም
ሕዝብ ፡ ይትረሰጥ ። ዘግወፀቱ ፡ ወከማሁ ፡
እመ ፡ ፈነወ ፡ ኅበ ፡ ምክራብ ፡ አይሁድ ፡ አው ፡
ኅበ ፡ መካናተዮሙ ፡ ለእምእመናን ፡ አው ፡
ኅበ ፡ ቤተ ፡ ክርስቲያናቲዮሙ ፡ ለሐራ ፡ ጥቃ ፡
አምን ፡ ይሰደድ ፡ እምቤተ ፡ ክርስቲያን ፡ ለእግ
ዚአብሔር ።

፫፻፳፪ ረሰጠጅ ፡ ጳውሎስ ፡ ወኮሱ ፡ ዘኢያጸውም ፡
ጸመ ፡ ጳውሎስ ፡ አው ፡ ጸመ ፡ ረቡዕ ፡ ወዓርብ ፡ ዘእ
ንበለ ፡ ይክልኦ ፡ ሕማም ፡ ሥጋዊ ፡ ይተመተር ።

፫፻፳፫ ረሰጠጅ ፡ ፩ዱ ፡ በሰ ፡ ጳውሎስ ፡ አው ፡ ካህን ፡
ዘአውሰበ ፡ እምድኅረ ፡ ነሣላቱ ፡ መዓርገ ፡
ክህነት ፡ ይትመተር ፡ እመዓርገሁ ፡ ይትዓወቅ ፡
ኢጲስቆጶስ ፡ አው ፡ ቀሲስ ።

፫፻፳፬ ዘግወፀቱ ፡ ወለእመ ፡ አገበርም ፡ ለ፩ዱ ፡ እም
ሥዮማን ፡ ቤተ ፡ ክርስቲያን ፡ ከመ ፡ ይሰተዶ ፡

ሰለ ፡ ካህናት ፡ ሁሉ ።

ን ፡ ወይም ፡ ሕዝባዊ ፡ በዲዳ ፡ ወይም ፡ በዕወር ፡
ወይም ፡ በአንድ ፡ ዓይና ፡ ወይም ፡ በአንካሳ ፡
የሳቀ ፡ ቢኖር ፡ ይለይ ።

፫፻፲፱ ረሰጠጅ ፡ ጳጳስ ፡ በገሙት ፡ ወይም ፡ በሥርቆት ፡
ወይም ፡ በሐሰት ፡ በመማል ፡ የተገኘ ፡ ከክዘ
ነቱ ፡ ይሻር ። ከምእመናን ፡ ግን ፡ አይለይ ።
እግዚአብሔር ፡ በአንድ ፡ በይል ፡ ሁለት ፡ ጊዜ ፡
አይቀጣምና ።

፫፻፳ ያጌ ፡ ከጋብቻ ፡ ሥጋን ፡ ከመብላት ፡ ወይንን ፡
ከመጠጣት ፡ እነርሱ ፡ ርኩሳን ፡ ናቸው ፡ የተክ
ሰከሱም ፡ ናቸው ፡ ብሎ ፡ በማሰብ ፡ የራቀ ፡ ራሱ
ንም ፡ ከዛልንጆራው ፡ የሚበልጥ ፡ ያደረገ ፡
ቢኖር ፡ ስለዚህ ፡ ይሻር ። ስለ ፡ ምንኮስናና ፡
ሰለ ፡ ተባሕትም ፡ ሕግ ፡ ለእግዚአብሔርም ፡
ሰለመገዛት ፡ ይህን ፡ ቢተው ፡ ግን ፡ ይገባዋል ።
ጳጳስ ፡ በመገፈኛዎች ፡ ቤት ፡ ቢሰላ ፡ በዘማውያ
ንም ፡ ማይሪያ ፡ ቢጠጣ ፡ ይለይ ። ህጅ ፡ የሞተ
ውን ፡ ወይም ፡ የአውሬውን ፡ ትራፈ ፡ የሰላ ፡
ይለይ ። እንደዚሁም ፡ ለመጸለይ ፡ ወይ ፡ አይሁ
ድ ፡ ምክራብ ፡ በርሰዋ ፡ ደኅንነትን ፡ ለማግኘት
ወይ ፡ ሐራ ፡ ጥቃ ፡ ቤት ፡ የሚገባ ፡ ሁሉ ፡ ይሻ
ር ። ከቤተ ፡ ክርስቲያንም ፡ ይለይ ።

፫፻፳፩ ያጌ ፡ እንደዚሁ ፡ ከአይሁድ ፡ ጋር ፡ የሚጸም ፡
ከነርሱም ፡ ጋር ፡ በዓል ፡ የሚያደርግ ፡ ወይም ፡
ከእነርሱ ፡ ዘንድ ፡ ለክብረ ፡ በዓላቸው ፡ እንደ ፡
ቂጣ ፡ ያለውን ፡ የሚመስለውንም ፡ የተቀበለ ፡
ሁሉ ፡ ካህን ፡ ቢሆን ፡ ይሻር ፡ ከሕዝቡ ፡ ወገን ፡
ቢሆን ፡ ግን ፡ ይለይ ። ያጌ ፡ እንደዚሁም ፡ ወይ ፡
አይሁድ ፡ ምክራብ ፡ ወይም ፡ ወይ ፡ አላመኑ ፡
ሰዎች ፡ ቦታ ፡ ወይም ፡ ወይ ፡ ሐራ ፡ ጥቃ ፡ ቤተ
ክርስቲያን ፡ እጅ ፡ መንሻ ፡ በልክ ፡ ከእግዚአ
ብሔር ፡ ቤተ ፡ ክርስቲያን ፡ ይለይ ።

፫፻፳፪ ረሰጠጅ ፡ ያጌ ፡ ሥጋዊ ፡ ሕማም ፡ ሳይከሰከሰው
ጸመ ፡ አርብዓን ፡ ወይም ፡ የዓርብንና የረቡ
ዕን ፡ ጸም ፡ የማይጸም ፡ ይሻር ።

፫፻፳፫ ረሰጠጅ ፡ ፩ ፡ በሰ ፡ ጳጳስ ፡ የክህነትን ፡ መዓርግ ፡
ከተቀበለ ፡ በኋላ ፡ ያገባ ፡ ካህን ፡ ቢኖር ፡ ከሹ
መቱ ፡ ይሻር ። ኢጲስቆጶስ ፡ ወይም ፡ ቆስ ፡ እን
ደሆን ፡ ይታወቃል ።

፫፻፳፬ ጳጳስ ፡ ከቤተ ፡ ክርስቲያን ፡ ሹማምት ፡ ወገን ፡
አንዱን ፡ በመዓልት ፡ ይጠጣ ፡ ዘንድ ፡ ግድ ፡

አንቀጽ : ፱ ።

በመዓልት : ይትዓቀብ : ውሰተ : ቤቱ : እው :
ውሰተ : መካን : ዘሰትዩ : ቦቱ : ወኢይዓእ :
እምኔሁ : ግሙራ : ከመ : እይኩን : ዕቅፍተ :
ለሕዝብ ። ወለእመ : ሰትዩ : ቀሲሰ : ወሰከረ :
ወተዓርቀ : ይዓእ : ፯ተ : ሱባዔያተ : ወይን
በር : ፩ይ : ዓመተ : በመዓርግ : ዘይቴሐት :
እምኔሁ : እስመ : ውእቱ : አሰተኅፈረ : ዘንተ :
መዓርገ : ዐቢዩ ። ወለእመ : ኮነ : ዲያቆን :
ይዓእ : ፮ተ : ሱባዔያተ : ወይንበር : ፩ይ :
ወርኅ : እንዘ : ይትለእክ : ለሥዩማን : በእም
ሳለ : ንፍቀ : ዲያቆን : ወለእመ : ኮነ : እናጉን
ሰጢሰ : እው : ዐጻዌ : አንቀጽ : ይጸኡ : ፫ተ :
ሱባዔያተ : ወይቅሥፍዎሙ : ፵ : ጊዜያተ :
ዘእንበለ : አሐቲ : በትእዛዘ : ቀሲሰ ።

፫፻፳፭ ዘዓወጁቱ : ወኢይትናገር : ፩ዱሂ : እምሥዩማን :
ዙተ : ክርሰተያን : ምንተኒ : ነገረ : ኅፍረት :
እማእከለ : ሥዩማን : ወኢማእከለ : ሕዝባው
ያን : ወኢይሳለቅ : ላዕለ : መኑሂ : እምሰብእ :
እለ : በሙ : ነውር : በሥጋዎሙ : ወኢይትዐ
የር : እንዘ : ይብል : አ : ዕውር : አ : ጽሙም :
ኦ : ሕጹጽ : አ : ገብር : አ : ሀጋማዊ : አ :
ሀካይ : አ : ሰዱድ : ወዘተርፉ : ትዕይርታት ።
ወለእመ : ኮነ : ከመዝ : ይጸኢል : ሰብእ :
ሥጋዌ : ይገሥጽዎ : በእምሳለ : ሕፃን : ንእሰ :
ወለእመ : ኮነ : ዘተሠይመ : በጉልቂ : ካህ
ናት : ይለደድ : እሰክ : ይትፈጸም : ፍትሐ :
ኮነኔ ።

፫፻፳፮ ዘጃወህቱ : እመቦ : ዘኮነ : ሰምዐ : በሐሰት :
ላዕለ : ፩ዱሂ : ከመ : ይሠዐር : እምሳሙቱ :
እው : ከመ : ይትኩንን : ይደልዎ : ኮነኔ : ገዘኩ :
ዘኮነ : ሰምዐ : በሐሰት : ላዕሌሁ ።

፫፻፳፯ ዘፎወ፩ዱ : ወለእመ : ፈቀደ : ፩ዱሂ : ከመ :
ይድኅዢ : ብእሲቶ : ወጸሐፈ : ፩ዱ : እምካህ
ናት : መጽሐፈ : ኅዳጋተሃ : ይለደድ : እሰክ :
ይመይጦ : ለተዋሰቦ : ወያሰተሳልሞ ።

፫፻፳፰ ዘፎወ፯ቱ : ወለእመ : ሀሎ : ፩ዱሂ : ዘያበዝኅ :
አሰተዋድዮ : ማእከለ : ሥዩማን : ይኅድግ :
ምዕረ : ወካዕበ : ወለእመ : እዝላፈ : ወኢኅ
ደገ : ይረድ : እመዓርገሁ : እሰክ : ይትከላእ :
ወእመሰ : ኢኅደገ : ይሰደድ ።

በለ : ካህናት : ሁሉ ።

ቢሉት : ከቤቱ : ወይም : ከጠጣበት : ቦታ :
ይቀመጥ ። ለሕዝቡ : መሰናክል : እንዳይሆን :
ፈጽሞ : ከርሱ : እይውጣ : ቄሰ : ጠጥቶ : ቢለ
ከር : ቢራቆትም : ሰባት : ሱባዔ : ይለይ ። በዝ
ቅተኛ : መዓርግ : አንድ : ዓመት : ይቀመጥ ።
እርሱ : ይህን : ታላቅ : መዓርግ : እዋርዲልና ።
ዲያቆን : ቢሆን : እምሰት : ሱባዔ : ይለይ :
በንፍቀ : ዲያቆኑ : እምሳል : ለሹማምቱ : እያ
ገለገለ : አንድ : ወር : ይቀመጥ ። እናጉንሰጢሰ :
ወይም : ዐፃዌ : ጥገት : ቢሆን : ሦስት : ሱባዔ :
ይለይ ። በቄሱ : ትእዛዝ : እንዲት : ሳትቀር :
አርባ : ጊዜ : ይግረፏቸው ።

፫፻፳፯ ያ፯ : ከቤተ : ክርሰተያን : ሹማምት : ወገን :
አንዱሰ : እንኳ : በሹማምቱ : መካከልና : በሕ
ዝቡ : መካከል : በማንም : ላይ : ማናቸውንም :
የሚያሳፍር : ነገር : እይናገር ። በሥጋቸው :
ነውር : ካለባቸው : ሰዎች : ወገን : በማንም :
ላይ : እይዘብት : እንተ : ዕውር : እንተ : ደን
ቆሮ : እንተ : ጉደሎ : እንተ : ባረያ : እንተ :
ግራኝ : እንተ : ለነፍ : እንተ : ስደተኛ : እያ
ለና : የቀሩትንም ። ተግዳሮቶች : በመናገር :
እይገዳደር ። ሥጋዊ : ሰውን : እንዲህ : የሚ
ሰድብ : ከሆነ : በትንሽ : ልጅ : እምሳል : ይገ
ሥፁት ። በካህናት : ቁጥር : ገብቶ : የተሾመ :
ቢሆን : ግን : የቅጣቱ : ፍርድ : እስኪፈጸም :
ድረስ : ይለይ ።

፫፻፳፰ ጳ፱ : ከሹመቱ : ይሻር : ዘንድ : ወይም : ይቀጣ
ዘንድ : በአንዱ : ላይ : በሐሰት : የመሰከረ :
ቢኖር : በሐሰት : የመሰከረበት : ለው : ይቀጣ
በት : በነበረው : መቀጫ : ሊቀጣ : ይገባዋል ።

፫፻፳፯ ፎ፩ : እንዱሰ : እንኳ : ሚሰቱን : ሊፈታ :
ቢወድ : ከካህናት : ወገን : እንዱም : የምትፈ
ታበትን : ደብዳቤ : በጽፍ : ለጋብቻ : እስኪ
መልሰውና : እስኪያሰታርቀው : ድረስ :
ይለይ ።

፫፻፳፰ ፎ፯ : በሹማምት : መካከል : አንዱሰ : እንኳ :
ነገር : ሥራ : የሚያበዛ : ቢኖር : አንድ : ጊዜ :
ይተው ። ቢያዘወትር : ባይተው : እስኪተው :
ድረስ : ከሹመቱ : ይሻር ። ባይተው : ግን :
ይለይ ።

አንቀጽ ፡ ፱ ፡

ሰለ ፡ ካህናት ፡ ሁሉ ፡

፫፻፳፱ ዘሮወዕቱ ፡ እመቦ ፡ እምካህናት ፡ ዘሰሐተ ፡ በጊዜ ፡ ቅዳሴ ፡ ነኑኔሁ ፡ ስዳ ፡ ሱባዔ ፡

፫፻፳፱ ሮዕ ፡ በቅዳሴ ፡ ጊዜ ፡ ከካህናት ፡ ወገን ፡ የሰቀ ፡ ቢኖር ፡ ቅጣቱ ፡ አንድ ፡ ሱባዔ ፡ ነው ፡

፫፻፴ ዘህ ፡ እመቦ ፡ እምሥዩማን ፡ ዘተቀጸለ ፡ አክሊል ፡ ላዕስ ፡ ርእሱ ፡ ለእመ ፡ ኮነ ፡ ቀሲሰ ፡ ይቀም ፡ በእፍእ ፡ ፀተ ፡ አውራኅ ፡ ወለእመ ፡ ኮነ ፡ ዲያቆን ፡ ጀተ ፡ አውራኅ ፡ ወእለ ፡ ተርፍሰ ፡ ይተኩንኑ ፡ እምነበ ፡ ቀሳውስት ፡

፫፻፴ ህ ፡ ከሹማምት ፡ ወገን ፡ በራሱ ፡ ላይ ፡ እክለል ፡ የተቀዳጀ ፡ ቢኖር ፡ ቄስ ፡ ቢሆን ፡ አራት ፡ ወር ፡ ዘውጭ ፡ ይቀም ፡ ዲያቆን ፡ ቢሆን ፡ ሁለት ፡ ወር ፡ ይቀም ፡ የቀሩት ፡ ግን ፡ ከቀሱ ፡ ዘንድ ፡ ይቀጡ ፡

፫፻፴፩ ዘህወ፩ዱ ፡ ወእመቦ ፡ እምካህናት ፡ ዘይነብብ ፡ ወይክሕድ ፡ ይገደግ ፡ ወእመ ፡ አኮ ፡ ይሰይድ ፡ ከመ ፡ ኢይትገሎ ፡ ሕዝብ ፡ በምክንያተ ፡ ዚእሁ ፡ በጊዜ ፡ ነጸርዎ ፡ እንዘ ፡ ውእቱ ፡ ኢግሠፊ ፡ ወዘኢያእገዝ ፡ ልሳን ፡ ዚእሁ ፡

፫፻፴፩ ህ፩ ፡ ከካህናቱ ፡ ወገን ፡ የሚናገርና ፡ የሚክድ ፡ ቢኖር ፡ ይተው ፡ ይህም ፡ ካልሆነ ፡ ይለይ ፡ እርሱ ፡ ያልተመከረ ፡ አንደበተን ፡ ያልወሰነ ፡ ሁኖ ፡ ባዩት ፡ ጊዜ ፡ በርሱ ፡ ምክንያት ፡ ሕዝቡ ፡ እንዳይገጹ ፡

፫፻፴፪ ዘህወ፫ቱ ፡ ወለእመ ፡ መሐለ ፡ ሥዩም ፡ መሐላ ፡ በሃይማኖት ፡ ዘኢትደሉ ፡ አው ፡ ዕራቃ ፡ ይትኩንን ፡ እሰከ ፡ ይትደሠጽ ፡ ወዘተወበለ ፡ ወመሐለ ፡ እንበለ ፡ እኑዜ ፡ ነሉ ፡ በጽድቅ ፡ ፈጣሪ ፡ ክርሰቶስ ፡ ወይቤ ፡ በዘፈጠሮ ፡ ለክርሰቶስ ፡ እመ ፡ ኮነ ፡ ሕዝባዌ ፡ ይለይድ ፡ አፍአ ፡ ወለእመ ፡ ኮነ ፡ ካህን ፡ ይትመተር ፡ ወይክልእዎ ፡ እምተመጥዎ ፡ ምሥጢራት ፡ ዘሃወዕቱ ፡ ወኢያምሐል ፡ በዘኢተረክበ ፡ እምትእዛዛተ ፡ መጻሕፍት ፡

፫፻፴፪ ህ፫ ፡ በማትገባ ፡ ወይም ፡ ሰመ ፡ እግዚአብሔር ፡ ባልተጠራባት ፡ ሃይማኖት ፡ መሐላ ፡ የማለ ፡ ሹም ፡ ቢኖር ፡ እስኪመክር ፡ ድረስ ፡ ይቀጣ ፡ በእውነት ፡ የሁሉ ፡ ፈጣሪ ፡ በሆነ ፡ በክርሰቶስ ፡ ሳይሆን ፡ የተደፋራረና ፡ የማለ ፡ በክርሰቶስ ፡ ፈጣሪም ፡ ብሎ ፡ የማለ ፡ ሰው ፡ ሕዝባዊ ፡ ቢሆን ፡ ይለይ ፡ ካህን ፡ ቢሆን ፡ ይሻር ፡ ሥጋውንና ፡ ደሙንም ፡ ከመቀበል ፡ ይከልከሉት ፡ ሃዘ ፡ ከመጻሕፍት ፡ ትእዛዝ ፡ ባልተገኘው ፡ አይማል ፡

፫፻፴፫ ዘኀ ፡ ወለእመ ፡ ተቃወሞ ፡ ዲያቆን ፡ ለቀሲሰ ፡ ይኩን ፡ ነኑኔሁ ፡ እምነበ ፡ ኤጲስቆጶስ ፡ እስክ ፡ ጌቱ ፡ ሱባዔያት ፡ ወቀሲስኒ ፡ እመ ፡ መነኖ ፡ ይደልዎ ፡ ነኑኔ ፡ ዘተገብረ ፡ በዲያቆን ፡ ወአናጉንስጢስኒ ፡ ሰበ ፡ ተቃወሞ ፡ ስቀሲሰ ፡ አው ፡ ለእመ ፡ ኢተእዘዘ ፡ ሎቱ ፡ ቦቱኒ ፡ ሥልጣን ፡ ለቀሲሰ ፡ ከመ ፡ ይኩንኖ ፡ ዘእንበለ ፡ ትእዛዘ ፡ ኤጲስቆጶስ ፡

፫፻፴፫ ኀ ፡ ዲያቆን ፡ ቄሱን ፡ በቋቋመው ፡ ቅጣቱ ፡ ከኤጲስቆጶስ ፡ ዘንድ ፡ አሰከ ፡ ሰባት ፡ ሱባዔ ፡ ድረስ ፡ ይሁን ፡ ቄሱም ፡ ቢንቀው ፡ በዲያቆን ፡ የተደረገው ፡ ቅጣት ፡ ይገባዋል ፡ እናጉንስጢስም ፡ ቄሱን ፡ በተቃወመው ፡ ጊዜ ፡ ወይም ፡ ባይታዘዝለት ፡ ያለ ፡ ኤጲስቆጶስ ፡ ትእዛዝ ፡ ይቀጣው ፡ ዘንድ ፡ ለቄሱ ፡ ሥልጣን ፡ አለው ፡

፫፻፴፬ ዘኀወ፩ዱ ፡ ወለእመ ፡ ተጻልአ ፡ ካህን ፡ ምስለ ፡ ካህን ፡ ሱታፈሁ ፡ ይሰይዱ ፡ ጀኢሆሙ ፡ እሰክ ፡ ይገዝሩ ፡ ዕርቀ ፡ ወሰላመ ፡ ወሰበ ፡ ነጸሮ ፡ ሥዩም ፡ ለሱታፈሁ ፡ ሥዩም ፡ ይፃእ ፡ ከመ ፡ ይትራከቦ ፡ በሰላም ፡

፫፻፴፬ ኀ፩ ፡ ካህን ፡ ከባልንጀራው ፡ ካህን ፡ ጋር ፡ ቢጣላ ፡ ዕርቅና ፡ ሰላምን ፡ አስኪያይርጉ ፡ ድረስ ፡ ሁለቱም ፡ ይለይ ፡ ሹም ፡ ባልንጀራውን ፡ ሹም ፡ ባየው ፡ ጊዜ ፡ በሰላም ፡ ይገናኘው ፡ ዘንድ ፡ ይውጣ ፡

፫፻፴፭ ጴጥ ፡ ህወ፩ዱ ፡ ወኢይትስእክ ፡ ውስተ ፡ ምሥዋዕ ፡ እግዚአብሔር ፡ ዘለምጽ ፡ እኮ ፡ ከዋኖ ፡ ርኩሰ ፡ እሰመ ፡ እኮነ ፡ ርኩሰ ፡ እምደጎረ ፡ ተወከፈ ፡ ጥምቀተ ፡ እላ ፡ ከመ ፡ እያጽእል ፡ ካህናተ ፡ እግዚአብሔር ፡ ወከማሁ ፡ ፍትሔ ፡ በእንተ ፡ ዝልጉሰ ፡ ካዕበ ፡ እሰመ ፡ እያይሉ ፡ ለዝልጉሰ ፡ አመልእክተ ፡ ቤተ ፡ እግዚአብሔር ፡

፫፻፴፭ ጴጥ ፡ ህ፩ ፡ ለምጽ ፡ የያዘው ፡ ሰው ፡ በቤተ ፡ ክርሰቱያን ፡ ውስጥ ፡ አያገልግል ፡ ርኩሰ ፡ ሁኖ ፡ አይደለም ፡ ጥምቀትን ፡ ከተቀበለ ፡ በእላ ፡ ርኩሰ ፡ አይደለምና ፡ የእግዚአብሔርን ፡ ካህናት ፡ አንዳያስድብ ፡ ነው ፡ አንጂ ፡ ዳግመኛም ፡ የሥጋ ፡ ደዌ ፡ ለያዘው ፡ ፍርድ ፡ አንደዚሁ ፡ ነው ፡ የሥጋ ፡ ደዌ ፡ የያዘው ፡ ቤተ ፡ እግዚአብሔርን ፡ ማገልገል ፡ አያገባውምና ፡

አንቀጽ ፡ ፱ ።

፫፻፴፮ ደቅ ፡ ጭፍጭፍ ፡ ጭፍፍፍ ፡ ወኢይደሉ ፡ ለ፩ዱሃ ፡ አምካህናት ፡ ወመነኩሳት ፡ ወላእካን ፡ ቤተ ፡ ክርስቲያን ፡ ከመ ፡ ይሁር ፡ አመካኑ ፡ ነብ ፡ መካነ ፡ ንግድ ፡ ባዕዳንሂ ፡ መነኩሳት ፡ ዘአንበላ አእምሮተ ፡ ኤጲስቆጶስ ፡ ወጸሎቱ ፡ ወትእዛዙ ፡ ወመጽሐፉ ፡ በጥያቄ ፡ ሃይማኖቱ ፡ ወሳመተ ፡ ክህነቱ ።

፫፻፴፯ ረስጠጅ ፡ ፲፱፻፳፫ ፡ ወለላመ ፡ ኢሀሰው ፡ ምስ ሌሁ ፡ ከታዘ ፡ ኤጲስቆጶስ ፡ ዘወሀዕ ፡ ክህነተ ፡ ኢይትወከፍዎ ፡ ውስተ ፡ ጉልቄ ፡ ካህናት ፡ ዘሂ ፡ ተወክሮ ፡ ይስደድ ፡ ምስሌሁ ፡ ወዘተ ስደ ፡ በግዘት ፡ ይጉንዲ ፡ ተሰዶቱ ።

፫፻፴፰ ዘ፲፱፻፳፫ ፡ ወዘተናገረ ፡ ምስለ ፡ ውጉዝ ፡ አው ፡ ምስለ ፡ ስዱድ ፡ አው ፡ ጸለየ ፡ ምስሌሆሙ ፡ ይስ ደድ ፡ እምቤተ ፡ ክርስቲያን ።

፫፻፴፱ ከፍል ፡ ወኢይከውኖ ፡ ለ፩ዱኒ ፡ ከመ ፡ ይትፀ ቀፍ ፡ በአንተ ፡ ካህን ፡ ወኢ ፡ ከመ ፡ ይኩንኖ ፡ አንበላ ፡ ሊቁ ፡ ወመጽሐፍስ ፡ ይመርሕ ፡ አስመ ፡ ካህን ፡ ለእመ ፡ ኮነ ፡ ሠናየ ፡ በሐረቱ ፡ ኢይደሉ ፡ ኩንኖቱ ፡ ዘአንበላ ፡ አክብሮቱ ፡ ወተእዛዙ ፡ ሎቱ ፡ በተሰናኦዎ ፡ አመስ ፡ ኮነ ፡ አኩየ ፡ በሐረቱ ፡ ወተከሥተ ፡ አበሳሁ ፡ ወጸ ንፀ ፡ በዝ ፡ ድልው ፡ ለሊቃውንት ፡ ከመ ፡ ይፍ ትሐ ፡ ላዕሌሁ ፡ በከመ ፡ ፍትሐ ፡ ቀኖና ፡ ወለሕ ዝብስ ፡ በሙ ፡ ቃለ ፡ እግዚእነ ፡ በአንተ ፡ ምሳ ሌሁ ፡ ለዝ ፡ ካህን ፡ “ዲበ ፡ መንበረ ፡ ሙሴ ፡ ነበሩ ፡ ጸሐፍት ፡ ወፈሪሳውያን ፡ ክሎ ፡ ዘይቤ ሉክሙ ፡ ዕቀቡ ፡ ወግበሩ ፡ ወበእምሳለ ፡ ምግባ ሮሙስ ፡ ኢትግበሩ” ።

ወእመስ ፡ ኢተክሥተ ፡ አበሳሁ ፡ ወኢቆመ ፡ ቀዋመ ፡ ባቲ ፡ ኢይደሉ ፡ አውድቆቱ ፡ ወዘይ ኪንኖሂ ፡ አመ ፡ ኮነ ፡ ትሩፈ ፡ ገድል ፡ ይትፀ ቀብ ፡ እምቃሉ ፡ ለአግዚእነ ፡ ዘይቤ ፡ “ኢት ኩንኑ ፡ ከመ ፡ ኢትትኩንኑ” ። ወእምቃሉ ፡ ለጳውሎስ ፡ ሐዋርያሁ ፡ ዘይቤ ፡ በእምሳለ ፡ ዝንቱ ፡ “ኩኑ ፡ ዕቀባን ፡ ከመ ፡ ኢትስሐቱ ፡ አንትሙ ፡ ካሐበ” ። ወዓዲ ፡ ይቤ ፡ “ምንትኑ ፡ አንተ ፡ አ ፡ ዘትኪንን ፡ ገብረ ፡ ዘኢኮነ ፡ ለክ ፡ እመኒ ፡ ቆመ ፡ አው ፡ ወድቀ ፡ ውእቱ ፡ ለአግ ዚኡ ፡ ኢትኩንኖ ፡ ለእኩክ ፡ ወኢታስተሐቅሮ ። ወንሕነስ ፡ ክላነ ፡ ሀለወነ ፡ ከመ ፡ ንቁም ፡ ቅድመ ፡ መንበሩ ፡ ለክርስቶስ ፡ ወክሎ ፡ አም

ሰለ ፡ ካህናት ፡ ሁሉ ።

፫፻፴፮ ደቅ ፡ ጭፍ ፡ ጭፍ ፡ ከካህናትና ፡ ከመነኩሳት ፡ ከቤተ ፡ ክርስቲያንም ፡ አገልጋዮች ፡ ወገን ፡ ለአንዱስ ፡ እንኳ ፡ ከቦታው ፡ ወደ ፡ ንግድ ፡ ቦታ ፡ ሊሄድ ፡ አይገባም ። ሌሎችም ፡ መነኩ ሳት ፡ ኤጲስቆጶስ ፡ ሳየውቅ ፡ ሳይጸልይ ፡ ሳይ ዝዘ ፡ የሃይማኖቱንና ፡ የክህነቱን ፡ ሹመት ፡ የሚያስረዳ ፡ ደብዳቤ ፡ ሳይጽፍ ፡ ሊሄድ ፡ አይ ገባም ።

፫፻፴፯ ረስጠጅ ፡ ፲፱፻፳፫ ፡ ከህነትን ፡ የሰጠው ፡ የኤጲስ ፡ ቆጶስ ፡ ደብዳቤ ፡ ክርስ ፡ ጋር ፡ ባይኖር ፡ በካህ ናት ፡ ቁጥር ፡ ውስጥ ፡ አግብተው ፡ አይቀበሉ ት ። የተቀበለውም ፡ ክርስ ፡ ጋር ፡ ያለይ ። በው ግዘት ፡ የተለየውም ፡ መለየቱ ፡ ይቆያል ።

፫፻፴፰ ፲፩ ፡ ከተወገዘው ፡ ወይም ፡ ከተለየው ፡ ጋር ፡ የተነጋገረ ፡ ወይም ፡ ከነርሱ ፡ ጋር ፡ የጸለየ ፡ ከቤተ ፡ ክርስቲያን ፡ ያለይ ።

፫፻፴፱ ከፍል ፡ ሰለ ፡ ካህን ፡ ይሰነካከል ፡ ዘንድ ፡ አን ዱስ ፡ እንኳ ፡ አይገባውም ። ከአለቃውም ፡ በቀር ፡ ይቀጣው ፡ ዘንድ ፡ አይገባውም ። መጽ ሐፍ ፡ ግን ፡ ያስረዳል ። ካህን ፡ ባኗኗሩ ፡ በነ ቢሆን ፡ በስምምነት ፡ ሊያከብሩትና ፡ ሊታዘዙ ለት ፡ እንጂ ፡ ሊቀጡት ፡ አይገባምና ። በእነ ሄዱ ፡ ክፉ ፡ ቢሆን ፡ በደሉም ፡ ቢታወቅ ፡ በዚህ ም ፡ ቢፀና ፡ ሕጉ ፡ አንደሚያዝዘው ፡ ፍርድ ፡ በርሱ ፡ ላይ ፡ ይፈርዱ ፡ ዘንድ ፡ ለሊቃውንት ፡ ይገባል ። ለሕዝቡ ፡ ግን ፡ ስለዚህ ፡ ካህን ፡ ምሳ ሌ ፡ የጌታችን ፡ ትምህርት ፡ አላቸው ። “በሙ ሴ ፡ ወንበር ፡ ላይ ፡ ጸሐፍት ፡ ፈረሳውያን ፡ ተቀ መጡ ፡ የሚሏችሁን ፡ ሁሉ ፡ ጠብቁ ፡ ሥሩም ፡ እንጂ ፡ እንደ ፡ ሥራቸው ፡ ያለውን ፡ ግን ፡ አት ሥሩ” ፡ (ማቴ ፡ ፳፫ ፡ ፪-፫) ። በደሉ ፡ ባይገለጽ ፡ ግን ፡ በርዕም ፡ መጽናትን ፡ ባይጸና ፡ ሊሸሩት ፡ አይገባም ። የሚቀጣውም ፡ የገድል ፡ ትሩፋት ፡ ባለቤት ፡ ቢሆን ፡ “አንዳይፈረድላችሁ ፡ አት ፍረዱ” ፡ (ማቴ ፡ ፯-፩ ። ካለው ፡ ከጌታችን ፡ ቃል ፡ የተነሣ ፡ ይጠበቅ ። በዚህም ፡ አምሳል ፡ ካለው ፡ ከሐዋርያው ፡ ጳውሎስ ፡ ቃል ፡ የተ ነሣ ፡ “ዳግመኛም ፡ እናንተ ፡ እንዳትበድሉ ፡ የተጠበቃችሁ ፡ ሁኑ” ፡ (ገላ ፡ ፮ ፡ ፪) ። ዳግ መኛም ፡ “የአንተ ፡ የይይደለውን ፡ ባሪያ ፡ የምትነቅፈው ፡ አንተ ፡ ምንድን ፡ ነህ ? አለ ፡ ቢቆም ፡ ወይም ፡ ቢወድቅ ፡ ለጌታው ፡ ነው ። ወንድምህን ፡ አትፍረድበት ፡ አታቃለውም ፡

አንቀጽ : ፱ =

ስለ : ከሀናት : ሁሉ =

ኔን : ለሰጅዱ : ያወሥእ : በእንተ : ነፍሱ =

እኛ : ግን : ሁላችን : በክርሰቶስ : ዙፋን : ፊት : እንቆም : ዘንድ : አለን = ከእኛ : ወገን : ሁሉም : እያንዳንዱ : ስለ : ስውነቱ : መልስ : ይሰጣል” (ሮሜ : ፲፬ : ፱-፲፩) =

፫፻፱ ወይእኔን : እንትኳንን : አምድጎረዝ : በበይና ተነ : እስመ : ንመስሎ : በግብሩ = “ወንትግ ሠፊ : ዓዲ : በቃለ : አግዚአን : ዘይቤ : “በከመ : ኩነንከመ : ትትኳንን : ወበመስፈርት : ዘበፈር ክመ : ይሰፍሩ : ለክመ : ለምንት : ትሬኢ : ሐሠረ : ዘውስተ : ዓይነ : እኅክ : ወኢትሬኢ : ሠርዌ : ዘውስተ : ዓይነክ : እ : መደልው : አው ፅእ : ቅድመ : ሠርዌ : እምዓይነክ : ወእምዝ : ትሬኢ : ለአውፅእ : ሐሠር : እምዓይነ : እኅክ” ወይቤ : ጳውሎስ : ሐዋርያ : “እልብዘ : ምክንያት : እ : ብእሲ : ዘትኳንኖ : ለእኅክ : እስመ : አንተ : በዘትኳንኖ : ለእኅክ : ቦቱ : ትኳንን : ነፍሰክ : ወትግእዛ = ምንትኑ : ይመሰለክ : እ : ብእሲ : ሶበ : ትኳንኖመ : ለእሰ : ይገብርዋ : ለዛቲ : እኪት : እንዘ : አንተ : ትገብራ : ቦኑ : ትክል : ጎዶዶ : እምነኅኔሁ : ለእግዚአብሔር =

፫፻፵ ዛሬም : ከዚህ : በኋላ : እርሱ : በርሳችን : አንፈራረድ : በሥራው : አንመስለዋለንና : ዳግ መኛም : “በፈረዳችሁበት : ይፈረድባችኋል : በሠፈራችሁበት : ይሠፍሩባችኋል” (ማቴ : ፯ : ፪-፮) = ባለው : በጌታችን : ትምህርት : እንመክር = “በዓይንህ : ውስጥ : ያለውን : ጉድፍ : ሳታይ : በወንድምህ : ዓይን : ውስጥ : ያለውን : ጉድፍ : ለምን : ታያለህ ? አንተ : ግብዝ : አስቀድመህ : የዓይንህን : ጉድፍ : አውጣ = ከዚህ : በኋላ : የወንድምህን : ዓይን : ጉድፍ : ለማውጣት : ታያለህ” (ማቴ : ፯ : ፫-፮) = ሐዋርያው : ጳውሎስ : “ሰው : ሆይ : ወንድምህን : የምትንቅፍበት : ምክንያት : የለህም : አለ = አንተ : ወንድምህን : በምትፈርድበት : ገንዘብ ሰውነትህን : ትፈርድበታለህና : ታስነቅፋትም አለህ = ሰው : ሆይ : አንተ : የምትወራት ጎን : ይህችን : ክፋት : የሚያድርጉትን : በምትፈርድባቸው : ጊዜ : ምን : ይመስልሃል ? ከአግዚአብሔር : ፍርድ : ማምለጥ : ትችላለህን ?” = (ሮሜ : ፪ : ፩-፬) =

፫፻፵፩ ወብያኔ : ልባዊነ : እሰመ : ክህነት : ኅይል : አምላካዊት : ትሃሉ : ውስተ : ልዘ : ካህን : ወይበርህ : ባቲ : ልቡናው : ወያጸንያ : አግዚአብሔር : ባቲ : እመንገለ : ዘይሠዶም : ለፍጻሜ : በቀጭተ : ሕዝቡ : ዘእርኮነ : ሎቲ : ለዘሉፋ : ይእቲ : በቀጭተ : ሕዝቡ : ወሠንዮቶመ : ላዕለ : እደዋው : ወእምክመሰ : ኮኔ : ፈቃድ : በእንተ : ወሂቦቱ : ክህነት : ስረባነ : ነፍሱ : ወለሕዝቡ : ጎቡረ : እይትንደግ : እንከ : ለእመ : ይገብር : በዘይደሉ : ላቲ : በእንተ : ነፍሱ : ወሕዝቡ : ወአልቦ : ዓመፃ : በእንተ : ፍጻሜው : ይደልም : ዕጣት : ካዕበተ : ቅድመ : በእንተ : ነፍሱ : ወበእንተ : ሕዝቡ = ወለእመሰ : እፈጸመ : በርቲፅ : ገበረ : ንስሐ : ወአዕረቀ : ነፍሱ : እምክህነት : ይደልም : ኮኔ : ካዕበተ : በነፍሱ : ወበእንተ : ሕዝቡ : ወዘአልቦ : አበሳ : ላዕሌሁ : በነፍሱ : ይደልም : ኮኔ : በእንተ : ሕዝቡ : ዘከመ : ግብሩ : ለደፋኔ : ወርቀ : አግዚአ : እሰመ : ውኢቱ : ተከ

፫፻፵፩ ልባዊ : ፍርድም : ይዘ : ነው : አምላካዊት : የምትሆን : ሥልጣን : ክህነት : በካህኑ : ልብ : ውስጥ : ትኖራለችና : ልቡናውም : ይበራባታልና : ለዘለዓለሙ : ያይደለ : ለሕዝቡ : ጥቅም : መጨረሻ : ከሾመው : ወገን : በርሷ : እግዚአብሔር : ያጸናዋልና : ይህችውም : ሕዝቡን : ለመጥቀም : በእጇም : ለመርዳት : ነው : ራሱንና : ሕዝቡን : በአንድነት : ለመጥቀም : ከህነትን : መስጠት : የሚያሻ : ከሆነ : እንግዲህ : አልቀረም = ስሪራሱና : ስለ : ሕዝቡ : በሚገባ : ሥራ : ጸንቶ : የሚሠራ : ቢሆን : ስለፍጻሜውም : ዘይል : ባይኖር : አስቀድሞ : ስለራሱና : ስለ : ሕዝቡ : እጥፍ : ድርብ : ዋጋ : ይገባዋል = በሚገባ : የንስሐውን : ቀኖና : ባይፈጽም : ግን : ሰውነቱንም : ከክህነት : ቢለይ : በሰውነቱ : ስለሕዝቡም : እጥፍ : ድርብ : ቅጣት : ይገባዋል = በሰውነቱ : ላይ : ዘይል : የሌለበት : ሰው : ስለ : ሕዝቡ : ቅጣት : ይገባዋል = የጌታውን : ወርቅ : እንደቀበረ : ባሪያ : በሰውነት :

አንቀጽ : ፱ ።

ሰለ : ካህናት : ሁሉ ።

ነን : በእንተ : ዘኢተገበረ : ባቲ : በንዋይ :
እንተ : ወሀብዎ ። ወለእመሰ : ኮነ : ዘኢያን
ጉላ : ወኢያማሰና : እላ : በእንተ : ሕዝቡ :
ዘእንበለ : በነፍሱ : ወይደልዎ : ዓሰበ : ነኑነጌ :
በእንተ : ነፍሱ : ባሕቲቲ : ወአልቦ : ዕዳ : ላዕ
ሌሁ : በምክንያተ : ሕዝቡ : ወእልቦ : ዕዳ :
ላዕለ : ሕዝቡ : በምክንያተ : ዘኢሁ ።

ገንዘብ : ሰላልሠራበት : እርሱ : ተፈርዶበ
ታልና : ፈጽሞ : ያላጠፋት : ቢሆን : ግን : ስለ
ራሱ : ያይደለ : ስለ : ሕዝቡ : ነው : እንጂ :
ሰለ : ራሱ : ብቻ : የቅጣት : ዋጋ : ይገባዋል ።
በሕዝቡ : ምክንያት : ዕዳ : የለበትም : በር
ሱም : ምክንያት : በሕዝቡ : ላይ : ዕዳ : የለባ
ቸውም ።

፫፻፵፪

ወጎርጎርዮስ : ቴዎጎሎስ : በድርሳኑ : ራብዕ :
ዘይነግር : በእንተ : ጥምቀት : ናሁ : አስተማ
ሰለ : በሰምዕ : ሕዝብ : ሠናየ : ወእኩየ : ወካህና
ተኒ : እምኔሆሙ : በ፪ቲ : ማጎተም : ፩ዱ : እም
ኔሆሙ : ዘወርቅ : ወካልኡ : ዘሐጺን : ዘተሐንፈጠ :
ውሰቴቶሙ : እርአያ : ፩ : ንጉሥ : ወሶበ : ተጎትመ :
በሙ : ሰምዕ : እልቦ : ፍልጠት : ውሰተ : ሕፍ
ጠት : ዘእርአያ : ንጉሣዊ : ማእከለ : ዘተነ
ትመ : በማጎተመ : ወርቅ : ወማእከለ : ዘተነ
ትመ : በማጎተመ : ሐጺን : ወኢይትሀወቅ :
አመ : ደኃሪ : እይ : እምኔሆሙ : ዘጎቲም : በወ
ርቅ : እምዘጎቲም : በሐጺን : ወባሕቲ : ፍልጠ
ትሰ : ማእከለ : ዘይትዌከፎ : ለዘየጎትምዎ :
ቦቲ : ወማእከለ : ዘኢይትዌከፎ : ወለግልፈ
ትሰ : እልቦ : ፍልጠት : ውሰተ : እርአያሁ ።
ወዓዲ : እስመ : ካህን : ሕጽጽ : ምግባር : ከመ :
ማጎቶት : ዘሰምዕ : ወእሳተ : ንደታ : ይትሚ
ሰለ : በክህነቲ : እሳትኒ : ያውዕያ : ለሰምዕ :
ወያበርህ : ለሕዝብ : ወኢይረክበሙ : ሕሁም :
እምውዕየተ : ዚእሃ ።

፫፻፵፪

ነባቢ : መለኮት : ጎርጎርዮስ : ሰለ : ጥምቀት :
በሚናገረው : በአራተኛው : ድርሳኑ : እነሆ :
ክፋውንና : በጎውን : ሰው : በሰምዕ : ከነርሱ :
ካህናትን : በሁለት : ማጎተም : መሰሎ : ተና
ገረ ። ከእነርሱ : አንዱ : የወርቅ : ሁለተኛው :
የብረት : ሁሉ : በውስጣቸው : የአንድ :
ንጉሥ : መልክ : የተቀረጸባቸው : ናቸው ።
ሰምዕ : ዘታተመባቸውም : ጊዜ : የንጉሣዊ
ውን : ቅርጽ : በማሰገኘት : በወርቅ : ማጎ
ተም : በታተመው : መካከልና : በብረት : ማጎ
ተም : በታተመው : መካከል : ልዩነት :
የለም ። በኋላ : ጊዜ : በብረት : ከታተመው :
ተለይቶ : በወርቅ : የታተመው : አይታወቅም ።
ነገር : ግን : መለያየትሰ : የሚያትሙ
በትን : በሚቀበለውና : በማይቀበለው : መካ
ከል : ነው ። ለሥራ : ግን : በቅርቡ : ልዩነት :
የለም ። ዳግመኛ : ምግባር : የጎይለው : ካህን :
እንደሰም : መብራት : ነው ። የሚነደው : እሳት
በክህነቲ : ይመሰላል ፤ እሳቱም : ለሙን : ያቀ
ልጠዋል ። ለሕዝቡ : ግን : ያበራል : ከብርሃኗ :
የተነሣ : ጨለማ : እያገኛቸውም ።

፫፻፵፫

ናምጽእኬ : ካልእት : ምሳሌ : በእንተ : ዛቲ :
ናካሬ : እም፪ቲ : ሰብእ : ፩ዱ : ኑር : ወ፩ዱ : እኩይ
ወቦሙ : ፪ቲ : መፍቅድ : ኅበ : ንጉሥ : ወዕ
ሩይ : መፍቅድሙ : ወለንጉሥ : ቦቲ : ፪ቲ :
መኳንንት : ፩ዱ : ኑር : ወ፩ዱ : እኩይ : ወእሰ
ተብቀሥ : ውእቲ : ኑር : ብእሲ : ለመከግንን :
እኩይ : ከመ : ይፈጽም : ሎቲ : መፍቅድ :
ኅበ : ንጉሥ : ወብእሲኒ : እኩይ : አስተብቀሥ :
ለመከግንን : ኑር : ከማሁ : ለፈጽሞ : መፍቅድ ።
ወንጉሥሰ : ራትዕ : ውእቲ : ወኮነ : የእምር :
መፍቅድሙ : ለ፪ኢሆሙ : መኳንንቲሁ ።
ወሶበ : አስተብቀሶም : መኳንንት : ለንጉሥ :
በእንተ : መፍቅድሙ : ሠለጠ : መፍቅድ :
ሉኑር : በእይ : መከግንን : እኩይ : ወኢከልኦ :
መፍቅድ : በእንተ : እከዩ : ለመከግንን : ዚእሁ ።

፫፻፵፫

ሰለዚሆች : ትርጓሜ : ከሁለት : ሰዎች : ሌላ :
ምሳሌ : እናምጣ : አንዱ : ደግ : እንዱ : ክፋ :
ነው ። ሁለቱ : ከንጉሡ : ዘንድ : ፈቃድ : አላ
ቸው : ፈቃዳቸውም : አንድ : ነው ። ለንጉሡም
ሁለት : መኳንንት : አሉት : አንዱ : ደግ :
አንዱ : ክፋ : ነው ። ደጉ : ሰው : ከንጉሡ :
ፈቃዱን : ይፈጽምለት : ዘንድ : ክፋውን :
ዳኛ : ማለደው ። ክፋውም : ሰው : እንደዚሁ :
ፈቃዱን : ይፈጽምለት : ዘንድ : ደጉን : ዳኛ :
ማለደው ። ንጉሡ ግን : አዋቂ : ነው ። የሁለ
ቱንም : መኳንንት : ሥራቸውን : ያውቃል ።
መኳንንቲ : ሰለ : ግዳጃቸው : ንጉሡን : በማለ
ዱት : ጊዜ : የይገኛውን : ፈቃድ : በክፋው :
ዳኛ : እጅ : ጨረሰ ። የዳኛው : ክፋት : ፈቃ
ዱን : እልከለከለበትም : የክፋውን : ፈቃ

አንቀጽ ፡ ፲ ፡

ወእሠለጠ ፡ መፍቅዶ ፡ ለእኩዬ ፡ ላዕለ ፡ እዩ ፡ መኩንን ፡ ጌር ፡ ወእብቀሥ ፡ ጊርውናሁ ፡ ለመኩንን ፡ በእንተ ፡ እከየ ፡ ዚእሁ ፡ ወለእመኒ ፡ ረብኅ ፡ ወተጸገወ ፡ እግዚእብሔር ፡ የእምር ።

ስለ ፡ መነኩሳት ።

ድ ፡ በደጉ ፡ ዳኛ ፡ እጅ ፡ እልጩረሰም ፡ ስለርሱ ፡ ክፋት ፡ የጻኛው ፡ ደግነት ፡ እልጠቀመውም ፡ ቢቀበልና ፡ ቢጠቀምም ፡ እንጃ ፡ እግዚእብሔር ፡ ያውቃል ።

አንቀጽ ፡ ፲ ፡

በእንተ ፡ መነኩሳት ፡ ወመነኩሳይያት ።

፫፻፵፬ ወውእቱ ፡ ጅቱ ፡ እክፋል ፡ ቀዳማዊ ፡ በእንተ ፡ ነገሮሙ ፡ ምንኩስናስ ፡ ጥበበ ፡ ሕግ ፡ መሢሐዊት ፡ ይእቲ ፡ ወመነኩሳትኒ ፡ መላእክት ፡ ምድራውያን ፡ ወሰብእ ፡ ሰማያውያን ፡ እሙንቱ ፡ ተላውያኒሁ ፡ ለክርስቶስ ። በክመ ፡ ክሂሎቶሙ ። ወበኩሉ ፡ ምግባራቲዎሙ ፡ ተመሳልያን ፡ በሐዋርያቲሁ ፡ በተግሳሥ ፡ እምጥሪታተ ፡ ዓለም ፡ ወነዲገ ፡ ፍትወታቲሁ ፡ ወመንኖ ፡ ኩሉ ፡ ግብር እስክ ፡ ነፍሳቲዎሙ ፡ በእንተ ፡ ተእዛዙ ፡ ወእፍቅሮቱ ፡ ወገባርያን ፡ ትእዛዙ ፡ እንተ ፡ እዘዞሙ ፡ ባቲ ፡ ለፈቃድያን ፡ ፍጻሜ ፡ መፍቀርያኒሁ ፡ ሎቱ ፡ ለባሕቲቱ ፡ ፈድፋድ ፡ እምአበው ፡ ወውሉድ ፡ ወበእሲት ፡ ወንዋያ ። ወእሙንቱ ፡ ብፁዓን ፡ በእንተ ፡ ዕረፍት ፡ እምድካም ፡ ዘይእዜ ፡ ዘይገብርዋ ፡ በፈቃድሙ ፡ ወበእንተ ፡ ድኒን ፡ ወተባልሐ ፡ እምኩነኔ ፡ ድኅረት ፡ ዘለዓለም ። ወብፁዓንስ ፡ እሙንቱ ፡ ፈድፋድ ፡ ብፁዓን ፡ በእንተ ፡ ዘተደለወ ፡ ሎሙ ፡ ማገደረ ፡ መንግሥት ፡ ሰማያዊ ፡ በእንተ ፡ ድካም ፡ ኅላፊ ፡ ዘይገብርዋ ፡ በሥምረቶሙ ።

፫፻፵፭ ዳግም ፡ ክፍል ፡ በእንተ ፡ ትእዛዝ ፡ ዘይደሉ ፡ ይቤ ፡ እግዚእን ፡ እየሱስ ፡ ክርስቶስ ፡ “ትፈቅድኑ ፡ ከመ ፡ ትኩን ፡ ፍጹመ ፡ ሑር ፡ ወሢጥ ፡ ኩሎ ፡ ዘብክ ፡ ወሀብ ፡ ለነዳያን ፡ ወነዓ ፡ ትልወኒ” ። ወዘንተ ፡ ይቤሎ ፡ ለዘይቤሎ ፡ “ምንተ ፡ እግበር ፡ ክመ ፡ እረስ ፡ ሕይወተ ፡ ዘለዓለም” ፡ ወሶበ ፡ ነገሮ ፡ ትእዛዛተ ፡ ይቤ “ዘንተስ ፡ ዐቀብኩ ፡ እምንእሰየ ፡ ምንትኑ ፡ ዘተርፈኒ” ። ወይቤሎሙ ፡ ለእርዳኢሁ ፡ ዘያፈቅር ፡ አበ ፡ ወእመ ፡ ፈድፋድ ፡ እምኔየ ፡ ኢይደሉ ፡ ሊተ ፡ ወዘያፈቅር ፡ ወልዶ ፡ ወወለቶ ፡ ፈድፋድ ፡ እምኔየ ፡ ኢይደሉ ፡ ሊተ ፡ ወዘኢያረ ፡ መስቀለ ፡ ሞቱ ፡ ወእተለወኒ ፡ ኢይደሉ ፡ ሊተ ።

አንቀጽ ፡ ዓሥር ።

ስለ ፡ ወንዶች ፡ መነኩሳትና ፡ ስለ ፡ ሴቶች ፡ መነኩሳት ፡ ይናገራል ።

፫፻፵፱ ይኸውም ፡ ስምንት ፡ ክፍል ፡ ነው ፡ መጀመሪያ ፡ ስለሁኔታቸው ፡ ይናገራል ። ምንኩስናስ ፡ የመሢሐዊት ፡ ሕግ ፡ ጥበብ ፡ ናት ። መነኩሳትም ፡ ምድራውያን ፡ መላእክት ፡ ሰማያውያን ፡ ሰዎች ፡ ናቸው ። እንደችሎታቸው ፡ መጠን ፡ የነበረባቸው ፡ ተክተኞች ፡ በሥራቸውም ፡ ሁሉ ፡ የሐዋርያት ፡ ምሳሌዎች ፡ ናቸው ። ከዓለም ፡ ነጥረት ፡ በመለየት ፡ ፈቃድ ፡ ሥጋን ፡ በመተው ፡ እስክ ፡ ሰውነታቸው ፡ ድረስ ፡ ሥራውን ፡ ሁሉ ፡ በመናት ፡ ስለ ፡ ትእዛዙ ፡ ስለ ፡ ፍቅር ፡ ፈቃዱን ፡ ለመፈጸም ፡ ያዘዛቸውን ፡ ትእዛዝ ፡ ስለሚያደርጉ ፡ እርሱንም ፡ ብቻ ፡ ከእባቶች ፡ ከልጆች ፡ ከሚሰት ፡ ከገንዘብ ፡ ያልቅ ፡ ፈጽሞ ፡ ስለሚወዱ ፡ ነው ። ዛሬ ፡ በፈቃዳቸው ፡ ከሚሠሩት ፡ ድካም ፡ ዕረፍት ፡ ስለማድረግ ፡ ከኋለኛውም ፡ ዓለም ፡ ፍርድ ፡ ፈጽሞ ፡ ስለመዳን ፡ ብፁዓን ፡ ናቸው ። ብፁዓን ፡ ግን ፡ በፈቃዳቸው ፡ ስለሚሠሩት ፡ ስለ ፡ ኅላፊው ፡ ድካም ፡ የመንግሥተ ፡ ሰማያት ፡ ማደሪያ ፡ ስለተዘጋጀላቸው ፡ ፈጽሞ ፡ ብፁዓን ፡ ናቸው ።

፫፻፵፭ ሁለተኛው ፡ ክፍል ፡ ስለሚገባው ፡ ትእዛዝ ፡ ይናገራል ። ጌታችን ፡ እየሱስ ፡ ክርስቶስ ፡ እንዲህ ፡ አለ ። “ፍጹም ፡ ትሆን ፡ ዘንድ ፡ ትወዳለህን?” ያለህን ፡ ሁሉ ፡ ሂያዘ ፡ ሸጠዘ ፡ ለነዳያንም ፡ መጽውተዘ ፡ ና ፡ ተኩተሉኝ ፡ የዘለዓለም ፡ ሕይወትን ፡ እወርስ ፡ ዘንድ ፡ ምን ፡ ላደርግ ፡ ላለው ፡ ይህን ፡ መለሰሰት ።” ትእዛዙን ፡ በነገረው ፡ ጊዜ ፡ «ይህንስ ፡ ከትንሸነቱ ፡ ጀምራ ፡ ጠብቁዋለሁ ፡ የቀረኝ ፡ ምንድን ፡ ነው ፡ አለ ። (ማቱ ፡ ፲፬ ፡ ፳፩-፳፪) ፡ ይቀ ፡ መዛሙርቱን ፡ ከኔ ያልቅ ፡ እባቱንና ፡ እናቱን ፡ የወደደ ፡ ለእኔ ፡ ሊሆን ፡ እይገባም ፡ አላቸው ፡ ከኔም ፡ ያልቅ ፡ ወንድ ፡ ልጄንና ፡ ሴት ፡ ልጄን ፡ የሚወድ ፡ ለእኔ ፡ ሊሆን ፡ አይገባም ፡ የሞቱን ፡ መስቀል ፡

አንቀጽ : ፲ ።

ወሊሠለጠ : መፍቅዶ : ሰእኩይ : ሳዕለ : እደ : መኩንን : ኔር : ወሊበቅዶ : ኒርውናው : ለመኩንን : በእንተ : እከየ : ዜእሁ : ወለእመኒ : ረብኅ : ወተጸገወ : እግዚአብሔር : የእምር ።

ስለ : መንኩሳት ።

ድ : በደጉ : ጻኛ : እጅ : እልጧረሰም : ስለርሱ : ክፋት : የጻኛው : ደግናት : እልጠቀመውም : በቀበልና : በጠቀምም : እንጃ ! እግዚአብሔር : የውቃል ።

አንቀጽ : ፲፯ ።

በእንተ : መንኩሳት : ወመንኩሳትይያት ።

፲፻፵፱ ወውእቱ : ጅቱ : እክፋል : ተዳማዊ : በእንተ : ነገሮሙ : ምንነቱስናስ : ጥበበ : ሕግ : መግረዝ ዋት : ይእቲ : ወመንኩሳትኒ : መላእክት : ምድራውያን : ወስብእ : ስማያውያን : እሙንቱ : ተላውያኒው : ለክርስቶስ ። በከመ : ክሂሎቶሙ። ወበክሱ : ምግባራቲዎሙ : ተመሳልያን : በሐዋርያቲው : በተግሳሥ : እምጥራታቲ : ዓለም : ወነዲን : ፍትወታቲው : ወመንኖ : ነሱ : ግብር እስከ : ነፍሳቲዎሙ : በእንተ : ተእዘዙ : ወእፍቅሮቱ : ወገባርያን : ትእዛዙ : እንተ : አዘዘሙ : ባቲ : ለፈቃድያን : ፍጻሜ : መፍቀርያኒሁ : ሎቱ : ለባሕቲቱ : ፈድፋድ : እምለበው : ወውሉድ : ወብእሲት : ወንዋይ ። ወእሙንቱ : ብፁዓን : በእንተ : ዕረፍት : እምድካም : ዘይእዜ : ዘይገብርዋ : በፈቃድሙ : ወበእንተ : ድኒን : ወተባልሖ : እምነኑኔ : ደኃረት : ዘለዓለም ። ወብፁዓንስ : እሙንቱ : ፈድፋድ : ብፁዓን : በእንተ : ዘተደለው : ሎሙ : ማኅደረ : መንግሥት : ስማያዊ : በእንተ : ድካም : ኅላፊ : ዘይገብርዋ : በሥምረቶሙ ።

፲፻፶፩ ዳግም : ክፍል : በእንተ : ትእዛዝ : ዘይደሉ : ደቤ : እግዚእን : እያሱስ : ክርስቶስ : “ትፈቅድኑ : ከመ : ትኩን : ፍጹመ : ሐር : ወግሃ : ነሎ : ዘብከ : ወሀብ : ለነዳያን : ወነዓ : ትልወኒ” ። ወዘንተ : ደቤሎ : ለዘይቤሎ : “ምንተ : እግበር : ከመ : እረስ : ሕይወተ : ዘለዓለም” : ወሶበ : ነገሮ : ትእዛዛተ : ደቤ “ዘንተስ : ዐቀብኩ : እምንእስየ : ምንትኑ : ዘተርፈኒ” ። ወይቤሎሙ : ለእርዳኢሁ : ዘያፈቅር : አበ : ወእመ : ፈድፋድ : እምኔየ : ኢይደሉ : ሊተ : ወዘያፈቅር : ወልዶ : ወወለቶ : ፈድፋድ : እምኔየ : ኢይደሉ : ሊተ : ወዘእያረ : መስቀለ : ሞቱ : ወኢተለወኒ : ኢይደሉ : ሊተ ።

አንቀጽ : ፱ ።

ስለ : ወንዶች : መንኩሳትና : ስለ : ሴቶች : መንኩሳት : ይናገራል ።

፲፻፶፱ ይኸውም : ስምንት : ክፍል : ነው : መጀመሪያ : ስለሁኔታቸው : ይናገራል ። ምንነቱስናስ : የመግረዝዋት : ሕግ : ጥበብ : ናት ። መንኩሳትም : ምድራውያን : መላእክት : ስማያውያን : ስምች : ናቸው ። እንደችሎታቸው : መጠን : የክርስቶስ : ተከታዮች : በሥራቸውም : ሁሉ : የሐዋርያት : ምሳሌዎች : ናቸው ። ከዓለም : ነጥረት : በመለየት : ፈቃድ : ሥጋን : በመተው : እስከ : ስውነታቸው : ድረስ : ሥራውን : ሁሉ : በመናቅ : ስለ : ትእዛዙ : ስለ : ፍቅር : ፈቃዱን : ለመፈጸም : ያዘዛቸውን : ትእዛዝ : ስለሚያደርጉ : እርሱንም : ብቻ : ከእባቶች : ከልጆች : ከሚስት : ከገንዘብ : ያልቅ : ፈጽሞ : ስለሚወዱ : ነው ። ዛሬ : በፈቃዳቸው : ከሚሠሩት : ድካም : ስረፍት : ስለማድረግ : ከኋለኛውም : ዓለም : ፍርድ : ፈጽሞ : ስለመዳን : ብፁዓን : ናቸው ። ብፁዓን : ግን : በፈቃዳቸው : ስለሚሠሩት : ስለ : ኅላፊው : ድካም : የመንግሥተ : ስማያት : ማይሪያ : ስለተዘጋጀላቸው : ፈጽሞ : ብፁዓን : ናቸው ።

፲፻፶፫ ሁለተኛው : ክፍል : ስለሚገባው : ትእዛዝ : ይናገራል ። ጌታችን : እያሱስ : ክርስቶስ : እንዲህ : አለ ። “ፍጹም : ትዎን : ዘንድ : ትወዳለህን ?” ያለህን : ሁሉ : ሃይዘ : ሸጠዘ : ለነዳያንም : መጽውተህ : ና : ተከተለኝ : የዘለዓለም : ሕይወትን : እወርስ : ዘንድ : ምን : ላድርግ : ላለው : ያህን : መሰለስት ።” ትእዛዙን : በነገረው : ጊዜ : «ይህንስ : ከትንሸኑቱ : ጀምራ : ጠብቁዋለሁ : የቀረኝ : ምንድን : ነው : አለ ። (ማቴ : ፲፬ : ፳፩-፳፪) : ደቀ : መዛሙርቱን : ከኔ ያልቅ : አባቲንና : እናቱን : የወደደ : ለእኔ : ሊዎን : እይገባም : እላቸው : ከኔም : ያልቅ : ወንድ : ልጁንና : ሴት : ልጁን : የሚወድ : ለእኔ : ሊዎን : እይገባም : የሞቱን : መስቀል :

፫፻፵፯ ወይቤ : ባሰልዮስ : በመጽሐፈ : ጽሑፍ : ወመንፍ : ዐለም : “ይደልም : መቅድመ : ኩሉ : ግብር : ለዘይመጽአ : ኅበ : ዛቲ : ትሩፋት : ክመይኩን : ሎቲ : ሕሊና : ጽኑዕ : ዘኢያንቀለቅል : ለፈጽሞ : ኪዳን : ዘተካየዶ : ወኢይግባእ : ኅበ : ድኅር : ወከመ : ይፈጽም : ትእዛዘሙ : ለሊቃውንት : ዘላዕሊሁ : ወይኅሥሥ : ዘይደሉ : ለመድኃኒተ : ነፍሱ” ።

፫፻፵፰ ዘኒቅያ : እሐዱ : ወኢይባእ : ኅበ : ምንነትሰና : ዘቡቲ : መንፈስ : ጋኔን ።

፫፻፵፱ ዘ፲ወጅቲ : ወለእመ : ኅሠሠ : እሐዱሂ : ዘመ : ይኩን : መነኩስ : ዘእንበለ : መባሕተ : ኤጲስቆጶስ : ዘውእቲ : ህሎ : ታሕተ : ሥልጣኑ : ኢይትወከፍዎ : ለምንነትሰና : ከመ : ኢይኩን : ሎቲ : ምክንያት : በእንተ : ብእሲት : ወውሉድ : ወአም : ወዘይመሰሎ : ለዝንቲ ።

፫፻፶፬ ግንር : ፲ወጅቲ : ፲ወጅቲ : ዘየኅድግ : ውሉዶ : ወኢይሴቤዮሙ : ወኢየሐዕኖሙ : በምክንያተ : መልእክተ : እግዚአብሔር : እው : ኅደገ : እበዊሁ : ወፈድፋደስ : እንዘ : ውእቶሙ : ምእመናን : ወዘኢያከብሮሙ : በምክንያተ : ተፀምዶ : ይኩን : ውጉዘ ።

፫፻፶፱ ዘኒቅያ : ምንነትሰናስ : አምራቃድ : ይእቲ : ወእኮ : በግብር ። ወዕበ : በጽሐ : ሄዱሂ : ኅበ : ምኔት : ከመ : ይመንነትሰ : ወይንበር : ውስቲቲ : ይሕትቶ : ርእስ : ደብር : ሐተታ : ፅኑዕ : አምአይቲ : ውእቲ : ወምንት : ግብሩ : ወበምንት : ምክንያት : ተማጎፀን : ኅበ : ምኔቶሙ ። ወለእመ : ሎቲ : ብእሲት : ወውሉድ : ወፈቀደ : ይጉየዶ : እምኔሆሙ : በእንተ : ክበደ : ዘመን ።

፫፻፶፳ ወለእመኒ : ኮነ : ገብረ : ለእሐዱ : እምእመናን : ኢይትወከፍዎ : ዘእንበለ : መባሕተ : እግዚአብሔር : ወለእመ : ኮነ : ግዑዘ : እምውሉደ : ምእመናን : ወውእቲ : ወሬዛ : ዘህሎ : ውስተ : ምግብ : አቡሁ : ወኢፈቀደ : ምንነትሰናሁ : ኢይትወከፍዎ ። እመስ : ኮነ : በባሕተቲ : ወተፈልጠ : እምኔሆሙ : እምብዙኅ : አዝማን : ወቀነየ : ነፍሱ : ይትወከፍዎ ።

፫፻፶፪ ወለእመ : ኮነት : ሎቲ : ብእሲት : ወኢፈቀደት : ምንነትሰናሁ : ኢይትወከፍዎ ። ወለእ

ተሸክሞ : ያልተከተለኝ : ለእኔ : ሊሆን : አይገባም ።» (ማቴ : ፲ : ፴፯ - ፴፰) ።
 ባሰልዮስ : በምንነትሰናና : ዓለምን : በናቀበት : መጽሐፍ : እንዲህ : አለ : ወደዚህች : ትሩፋት : የሚመጣ : ሰው : ከሥራው : ሁሉ : እስቀድሞ : የማለውን : ቃል : ኪዳን : ለመፈጸም : የማይንዋወጥ : ጽኑ : ሕሊና : ሊኖረው : ይገባል : ወደኋላ : አይመለስ : በበላዩ : ያሉ : የሊቃውንቱን : ትእዛዝ : ይፈጽም : ዘንድ : ሰውነቱን : ለማዳን : የሚገባውን : ይሻ ።

፫፻፶፮ ኒቅያ : ሄ : መንፈስ : ጋኔን : ያደረበት : ሰው : ወደ : ምንነትሰና : አይግባ ።

፫፻፶፯ ፲፮ : ከሥልጣኑ : በታች : ያለ : አንዱስ : እንኳ : ያለ : ኤጲስቆጶስ : ፈቃድ : ሊመንነትሰ : ቢፈልግ : ለማመንኩስ : አይቀበሉት ። ስለ : ሚስት ስለ : ልጅ : ስለ : አናት : ይህን : ስለሚመስለውም : የቅሬታ : ምክንያት : እንዳይኖረው ።

፫፻፶፱ ግንር : ፲፮ : ፲፮ : ልቹን : ትቶ : እግዚአብሔርን : በማገልገል : ምክንያት : የማይመግባቸው : የማይረዳቸውም : ወይም : እባቶቹን : የተወ : ይልቁንም : አነርሱ : ምእመናን : ሲሆኑ : በምንነትሰና : ምክንያት : የማይረዳቸው : የተለየ : ይሁን ።

፫፻፶፱ ኒቅያ : ምንነትሰናስ : በግድ : ያይደለ : በፈቃድ : ናት ። አንዱስ : እንኳ : መንነትሰ : በውስጡ : ይኖር : ዘንድ : ወደ : ገዳም : በደረሰ : ጊዜ : ከየት : እንደሆነ : ሥራውም : ምን : እንደሆነ : ወደ : ገዳማቸውም : በምን : ምክንያት : እንደተማፀነ : ልጅ : ሚስት : እንዳሉት : ስለ : ዘመኑም : ችግር : ከአነርሱ : ሊያመልጥ : ፈልጎ : እንደሆነ : የገዳሙ : መምህር : በጽኑ : ምርመራ : ይመርምረው ።

፫፻፶፳ ከምእመናን : ወገን : ለእንዱ : እገልጋይ : ቢሆንም : ያለጌታው : ፈቃድ : እይቀበሉት ። ከምእመናን : ልጆች : ነፃ : የወጣ : ቢሆን : ይኸውም : ከአባቱ : እስተዳደር : በታች : ያለ : ጎልማሳ : ነው ። ምንነትሰናውን : ባይወድ : እይቀበሉት ። ብቻውን : ቢሆን : ግን : ብዙ : ዘመን : ከነርሱ : ቢለይ : ራሱንም : የቻለ : ቢሆን : ይቀበሉት ።

፫፻፶፪ ሚስት : ያለችው : ቢሆን : ምንነትሰናውንም : ባትወድ : እይቀበሉት ። ከሚስቱ : የተነሣ :

መሳ : ኮነት : ቦቱ : እከይ : ወሕማም : እምብእ ሲቱ : ወፈቀደ : ተባልሐ : ወገብ : እምኔሃ : ይትወከፍም ።

፫፻፶፫ ወለእመ : ኮነ : ዘቀተለ : ሰብእ : ዘኢኮነ : ማእ ከሌሁ : ጽልእ : ወኢባእሰ : እምቀዲሙ : እላ : ኮነ : ቀቲሎቱ : በእዴሁ : ዘእንበለ : ፈቃዱ : ወኅረየ : ምንኩስና : ለንሱሓ : ይትወከፍም ። ወለእመ : መጽኡ : ሰብእ : ዜእሁ : ለዘተቀትለ እምድኅረ : ምንኩስናሁ : ወፈቀዱ : ይንሥ እዎ : ይትጋደል : ርእሰ : ምኔት : ወሰብኡ : ኩሎሙ : ለእድኅኖቱ ። እስመ : ውእቱ : ኢቀ ተለ : በፈቃዱ : ወኢባቀዲበ : ሰብእ : ኣላ : ኮነ : ግብር : ዘእንበለ : ፈቃዱ : እስመ : ውእቱ ተማኅፀነ : ኅበ : እግዚእብሔር : በንሱሓ : ወተፀምዶ : ለምንኩስና : በተግቅፆ : በእንተ : መድኃኒተ : ነፍሱ : ወዝንቱ : አንቀጽ : ዘእን በለ : ግዘት ።

፫፻፶፬ ሣልሰ : በእንተ : ዘይደሉ : ሎቱ : ይግበር : በን ዋዩ : በከመ : ይደሉ : ለምንኩስና ። ጠሰ : ጸጋፀቱ : ወኩሉ : ዘፈቀደ : ምንኩስና : ለእመ : ኢኮነ : ሎቱ : ውሉድ : የእዝዝ : እምቅድመ : ምንኩስናሁ : በእንተ : ንዋዩ : በከመ : ፈቀደ : እስመ : ኩሉ : ንዋዩ : እምድኅረ : ምንኩስናሁ : ይከውን : ለምኔት ።

፫፻፶፭ በስ : ወናሁ : ይቤ : እግዚእነ : ወመድኃኒነ : “ሐር : ወሢጥ : ኩሎ : ንዋዩከ : ወሀቦሙ : ለምስኪናን : ወትዘግብ : ለከ : መዝገበ : በሰማ ያት : ወነዓ : ትልወኒ” : ወእነ : እብል : እስመ : ኩሉ : ዘይወልእ : እምሰብእ : ወይበ ውእ : ውስተ : ተቀንዮ : ለእምላክ : ይደሉ : ሎቱ : ከመ : ኢይግድፍ : ንዋዩ : በከንቱ ። እስመ : ይእቲ : ኮነት : ሕርምተ : ለእግዚእብ ሔር : ዳእሙ : ይሥርዓ : ዘከመ : ፈቀደ : እግዚ እብሔር : በፈሊጥ : ወግእዛን : እመኒ : በእ ዴሁ : ለእመ : ኮነ : ማእምረ : ወምኩረ ። ወእመ : እኮ : ላዕለ : እደ : ሕዝብ : ኅሩያን : ዘነዋ : እስተርእየ : ሥነ : ምግባሮሙ : ከመ : እሙንቱ : ሠራዕያን : ወማእምራን : ወጠቢ ባን : ወዕዉቃን : በመግቦቶሙ : አእሚሮ : ከመ : ውእቱ : ሐዋራ : ፍኖት : ወከመ : የኅ ድጋ : ለእዝማዲሁ : ሥጋውያን : ለእመ : ኢኮነ : ጽኑሳነ ። ወእመ : እመገቦ : ለዘኢኮነ : ውእቱ : በከመ : ነገርነ : ወተሠይመ : ለመግ

ሕመምና : ከፋት : ቢሆንበት : ግን : ሊድን : ወድዶ : ከርሷ : ቢለይ : ይቀበሉት ።

፫፻፶፫ ከጥንት : ጀምሮ : ጠብ : ክርክር : በመካከሉ : የሌለበትን : ሰው : የገደለ : ቢሆን : አገዳደሉ : ያለ : ፈቃዱ : በእጁ : ሆነ : እንጂ : ለንሱሓ : ምንኩስናን : ቢወድ : ይቀበሉት ። ከመነኮስ : በኋላ : የሚቹ : ሰዎች : ቢመጡ : ሊወሰዱትም : ቢወዱ : የገዳሙ : አስተዳዳሪና : ማኅበሩም : ሁሉ : እርሱን : ለማዳን : ይበርቱ ። እርሱ : በፈቃዱ : ወይም : ሰው : ጠቅሰት : አልገደለ ምና ። ያለ : ፈቃዱ : በግድ : ሆነ : እንጂ : እርሱ የሰውነቱን : ደኅንነት : ለመጠበቅ : በንሱሓና : ለምንኩስና : ፅሁፍ : በመሆን : ወደ : እግዚ እብሔር : ተማዕኛልና : ይህ : ያልተወገዘበት : አንቀጽ : ነው ።

፫፻፶፬ ሦስተኛ : ለምንኩስና : እንደሚገባ : በገንዘቡ : ሊያደርገው : ስለሚገባው : ይናገራል ። ጠሰ : ጸ፬ : ምንኩስናን : የወደደ : ሁሉ : ልጆች : የሌሉት : ቢሆን : ከመመንኮሱ : በፊት : እንደ : ወደደ : በገንዘቡ : ይዘዝ : ከመነኮስ : በኋላ : ገንዘቡ : ሁሉ : ለገዳሙ : ይሆናልና ።

፫፻፶፭ በስ : እነሆ : ጌታችንና : መድኃኒታችን : «ሃይሀ : ገንዘብሆን : ሁሉ : ሸጠሀ : ለነዳያን : መጽውተህ : በሰማይም : ድልብን : ታከማቻ ለሀ : ና : ተከተለኝ : አለ ።» (ማቱ : ፲፱ : ፳፩) ። እኔም : ከወገኑ : ተለይቶ : ለእምላክ : ወደ : መገዛት : የሚገባ : ሰው : ሁሉ : በከንቱ : ገንዘ ቡን : ማጥፋት : እይገባውም : እኮ : እላለሁ ። ይህች : ለእግዚእብሔር : የተለየች : ሁናለችና : በእውቀትና : በነፃነት : በእጇም : ቢሆን : እዋቂ : የተፈተነ : ቢሆን : ይህም : ባይሆን : እዛጦች : እዋቂዎች : ብልሀተኞች : በእስተዳ ደራቸው : የታወቁ : እንደሆኑ : የሥራቸው : ማማር : በተገለጠላቸው : በተመረጡት : ሕዝብ : እጅ : ላይ : ቢሆን : የተሻገሩ : ካል ሆኑ : በቀር : መንገደኛ : እንደሆነና : ለሥጋ : ዘመዶቹም : እንደሚተዋት : አውቆ : እንደ : እግዚእብሔር : ፈቃድ : ይሥራባት : እንጂ ። እንደተናገርንው : ያልሆነውን : ቢሾም : ለአሰ ተዳደሯም : ቢሾም : «እነሆ : በስንፍና : የእግ

ቦታ ፣ ወነዋ ፣ ጽሑፍ ፣ ዘይቤ ፣ ርቱም ፣ ውእቱ ፣
ነሱ ፣ ዘይገብር ፣ ግብረ ፣ እግዚአብሔር ፣ በሀ
ኪት ፣ ወለንትዐቀብ ፣ እምነሱ ፣ ገጽ ፣ ከመ ፣
እመንገሰ ፣ ሀኪትነ ፣ ኢንትረከብ ፣ ተዓዳውያነ ፣
ለትእዛዙ ፣ በምክንያተ ፣ ፈጽሞተ ፣ ትእዛዝ ፣
ካልእ = በእንተ ፣ ዝንቱ ፣ ይደልወነ ፣ ካዕበ ፣
ከመ ፣ ኢንጽልእሙ ፣ ለእለ ፣ ይነሥኡነ ፣ በጽ
ልእ ፣ ወቀትል ፣ በእንተ ፣ ምንትኒ ፣ እምንዋ
ይነ =

፫፻፶፮

ራብዕ ፣ በዘይትእንዙ ፣ ወይእቲ ፣ በዝንቱ ፣ እን
ቀጽ ፣ ስሱ ፣ እማንቱ ፣ ቀዳሚት ፣ እምኔሆን ፣
ኅዲገ ፣ አውስቦ ፣ ወእምኔሆሙ ፣ ዘኢያውስበ ፣
ግሙራ ፣ ወእምኔሆሙ ፣ ዘአውስበ ፣ ወእምዝ ፣
ተፈልጠ ፣ እምብእሲቱ = ወቀዳማውያንስ ፣
ውእቶሙ ፣ ዘይቤ ፣ እግዚእነ ፣ በእንቲአሆሙ ፣
“ወቦ ፣ ሕጽዋን ፣ ዘሐጸዉ ፣ ርእሶሙ ፣ በእንተ ፣
መንግሥተ ፣ እግዚአብሔር = ወካልእንሂ ፣
ተለዉ ፣ ቃሉ ፣ ዘይቤ ፣ “ዘንደገ ፣ ብእሲቶ ፣ በእ
ንቲአየ ፣ ሎቱ ፣ ሕይወት ፣ እስከ ፣ ለዓለም” =
ወተፈልጦቶሙስ ፣ በኅርዮቶሙ ፣ በውስተ ፣
ዛቲ ፣ ሕይወት ፣ ከመ ፣ ይኩኑ ፣ በከመ ፣ ይቤ ፣
እግዚእነ ፣ በእንቲአሆሙ ፣ “እሙንቱስ ፣ እመ ፣
ትንሣኤ ፣ ኢያውስቡ ፣ ወኢይትዋስቡ ፣ ዳእሙ ፣
ይከውኑ ፣ ከመ ፣ መላእክተ ፣ እግዚአብሔር” =
ወተመስልዎ ፣ ለጳውሎስ ፣ ሐዋርያ ፣ ዘይቤ
ሎሙ ፣ ለሰብእ ፣ ቆሮንቶስ ፣ ዘ፯ቱ ፣ በእንተ ፣
ኅዲገ ፣ አውስቦ ፣ “ወእንስ ፣ አፈቅር ፣ ከመ ፣
ይኩን ፣ ነሱ ፣ ሰብእ ፣ ከማየ ፣ ወእብሎሙ ፣
ለእለ ፣ አልቦሙ ፣ እንስት ፣ ወሰዕቤራት ፣
ሠናይ ፣ ሎሙ ፣ ለእመ ፣ ነበሩ ፣ ከማየ = ዘ፯ቱ ፣
ወሊተሰ ፣ ይመስሰኒ ፣ ከመ ፣ ድንግልና ፣ ይኔ
ይስ ፣ በእንተ ፣ እከየ ፣ ዘመን ፣ ይኔይሶ ፣ ለብ
እሲ ፣ ይንበር ፣ ከመዝ ፣ ወበእንተ ፣ ዝንቱ ፣ አፈ
ቅር ፣ ከመ ፣ ትንበሩ ፣ ዘእንበሰ ፣ ኅዘን = እስመ ፣
ዘአልቦቱ ፣ ብእሲት ፣ ይሖሊ ፣ ለግብረ ፣ እግዚ
አብሔር ፣ ዘከመ ፣ እፎ ፣ ያሠምሮ ፣ ለእግዚአብ
ሔር = ወዘሰ ፣ ሎቱ ፣ ብእሲት ፣ ይሖሊ ፣ ለግ
ብረ ፣ ዓለም ፣ በዘያሠምራ ፣ ለብእሲቱ = እስመ ፣
ማእከለ ፣ ውሱባን ፣ ወደናግል ፣ ሀሎ ፣ ፍልጠት ፣
ከሙት = ዘሰ ፣ ኢተወሰበት ፣ ለብእሲ ፣ ታሰተ
ሐምም ፣ በዘያቀርባ ፣ ኅበ ፣ እግዚአብሔር ፣
ወከመ ፣ ትኩን ፣ ንጽሕተ ፣ በሥጋሃ ፣ ወነፍሳ =
ዘሰ ፣ ባቲ ፣ ምት ፣ ታሰተሐምም ፣ በንብረተ ፣

፫፻፶፮

ዚአብሔርን ፣ ሥራ ፣ የሚሠራ ፣ ሰው ፣ ሁሉ ፣
የተረገመ ፣ ነው» የሚል ፣ ጽሑፍ ፣ አለ = ሌላ
ውን ፣ ትእዛዝ ፣ በመፈጸም ፣ ምክንያት ፣ ትእ
ዛዙን ፣ እፍርሰን ፣ እንዳንገኝ ፣ ከሰንፍናችን ፣
ወገን ፣ የተነሣ ፣ ከሥራው ፣ ሁሉ ፣ እንጠበቅ =
ሰለዚህ ፣ ገንዘባችንን ፣ በማናቸውም ፣ ምክ
ንያት ፣ በጠብና ፣ በመሣሪያ ፣ የሚቀሙንን ፣
ሰዎች ፣ ዳግመኛ ፣ ልንጠላቸው ፣ አይገባንም =

እራተኛ ፣ ስለሚወሰኑበት ፣ ሁናቴ ፣ ይናገራል =
ይህችውም ፣ በዚህ ፣ እንቀጽ ፣ ስድስት ፣ ናት =
ክነርሱ ፣ መጀመሪያዋ ፣ ጋብቻን ፣ መተው ፣
ክነርሱም ፣ ፈጽሞ ፣ ያላገባ ፣ ክነርሱም ፣ ያገባ ፣
ከዚህ ፣ በኋላ ፣ ከሚሰቱ ፣ የተሰየ = መጀመሪያ
ዎቹስ ፣ «ሰለ ፣ እግዚአብሔር ፣ መንግሥት ፣
ብለው ፣ ራላቸውን ፣ ጃንደረባ ፣ ያደረጉ ፣ አሱ»
(ማቴ ፣ ፲፱ ፣ ፲፪) = ብሎ ፣ ጌታችን ፣ ስሰ ፣ እነ
ርሱ ፣ የተናገረላቸው ፣ ናቸው = ሁለተኛቸውም ፣
«ሰለእኔ ፣ ሚስቱን ፣ የተወ ፣ የዘለዓለም ፣ ሕይ
ወት ፣ አለው» (ማቴ ፣ ፲፱ ፣ ፳፱-፴) ያለውን ፣
ቃሉን ፣ ተከተሉ ፣ ከዚች ፣ ሕይወት ፣ መለየታ
ቸው ፣ በፈቃዳቸው ፣ ነው = «እነርሱ ፣ ግን ፣
ከትንሣኤ ፣ በኋላ ፣ አያገቡም ፣ አይጋቡም ፣
እንደ ፣ እግዚአብሔር ፣ መላእክት ፣ ይሆናሉ ፣
እንጂ» (ማቴ ፣ ፳፪ ፣ ፳፱-፴) = ብሎ ፣ ጌታችን ፣
ሰለ ፣ እነርሱ ፣ እንደተናገረላቸው ፣ ይሆኑ ፣
ዘንድ = ጋብቻን ፣ ስለመተው ፣ ለቆሮንቶስ ፣
ሰዎች ፣ በ፯ኛው ፣ ክፍል ፣ እንዲህ ፣ ያላቸውን ፣
ሐዋርያውን ፣ ጳውሎስን ፣ መሰሉት ፣ «ሰው ፣
ሁሉ ፣ እንደ ፣ እኔ ፣ ይሆን ፣ ዘንድ ፣ እወዳለሁ ፣
ሚስት ፣ የሌላቸውንና ፣ ባልቴቶችንም ፣ እንደ ፣
እኔ ፣ ቢኖሩ ፣ መልካም ፣ ነው ፣ እላቸዋለሁ =
በ፯ኛው ፣ ክፍል ፣ እኔስ ፣ ሰለ ፣ ዘመን ፣ ችግር ፣
ድንግልና ፣ ይሻል ፣ ይመስለኛል ፣ ለሰው ፣ እን
ደዚህ ፣ ቢኖር ፣ ይሻለዋል ፣ ሰለዚህ ፣ ያለኝዘን ፣
ልትኖሩ ፣ እወዳለሁ = ሚስት ፣ የሌላቸው ፣ እግ
ዚአብሔርን ፣ እንዴት ፣ ደስ ፣ በሚያሰኘው ፣
ገንዘብ ፣ እግዚአብሔርን ፣ ለማገልገል ፣ ያስ
ባልና ፣ ሚስት ፣ ያሰችው ፣ ግን ፣ ሚስቱን ፣
ደስ ፣ በሚያሰኛት ፣ ገንዘብ ፣ ለዓለሙ ፣ ሥራ ፣
ያሰባልና ፣ ባገቡትና ፣ ባላገቡት ፣ መካከል ፣
ግልጥ ፣ ልዩነት ፣ አለና ፣ ባል ፣ ያላገባች ፣ ሴት ፣
ወደ ፣ እግዚአብሔር ፣ በሚያቀርባት ፣ ገንዘብ ፣

አንቀጽ : ፲ :

ስለ : መነኩሳት :

ዝንብ : ዓለም : ዘከመ : እር : ታሠምሮ : ሰምታ : ወዘሂ : ቀነየ : ሕሊናሁ : ወፈቀደ : ከመ : ይዕቀብ : ድንግልናሁ : ፈድፋደ : ሠናየ : ግብረ : ገብረ : ወሰእመ : ሞተ : ምታ : ለብእ ሲት : ተግዕዘት : ወብዕዕት : ይእቲ : ለእመ : ነበረት : በምክርየ : እስመ : ይመስለኒ : ከመ : ብየ : መንፈስ : እግዚአብሔር :

ትተጋሰች : በሥጋዋና : በነፍሷም : ንጽሕት : ትሆን : ዘንድ : ባል : ያላት : ሴት : ግን : ባሏን : እንዴት : አድርጋ : ደስ : በምታሰኘው : ገን ዘብ : ለዚህ : ዓለም : እናኗር : ታስባሰች : ስው ነቱን : ገዝቶ : ድንግልናውን : ሊጠብቅ : የወ ደይ : ግን : ፈጽሞ : በነ : ሥራ : ሠራ : ሴት : ባሏ : ቢሞት : ነፃ : ናት : በምነሬም : ብትኖር : ክብርት : ናት : የእግዚአብሔር : መንፈስ : ያይ ራብኝ : ይመስለኛልና» :

፪፻፶፮ ወዳግሚታኒ : ጎዲገ : አዝማድ : ሥጋውያን : ወጥሪታት : ወፍትወታተ : ዓለም : በከመ : ነገርነ : በዝንቱ : ቅድመ :

፪፻፶፯ ፪ተኛዋ : ሥጋውያን : ዘመዶችን : ገንዘብንና : የዓለምን : ፈቃድ : እስቀድመን : እንደተናገርን : መተው : ነው :

፪፻፶፰ ወሳልሲታኒ : ነቢር : ውስተ : ገዳም : ወሰቢሰ : ሠቅ : ወቀኒተ : ሐቋ : በእዲም : በከመ : ተጽሕፈ : በእንተ : የሐንስ : መጥምቅ :

፪፻፶፱ ፫ኛዋም : በገዳም : መኖር : ማቅ : መልበስ : ስለ : የሐንስ : መጥምቅ : እንደ : ተጻፈ : በዝናር : ወገብን : መታጠቅ : ነው :

፪፻፶፱ ወራብዲታኒ : ጎዲገ : መብልዐ : ሥጋ : ለዝሉፋ : ወሰእመ : እረከቦ : ምክንያተ : ግብር : ለበትየ : ወይን : ወአቅልሎ : ሲሲትኒ : ዘእንበለ : ከመ : ተሠርዐ : ለሕይወተ : ሥጋ : ወዘይመሰሎ :

፪፻፷፬ አራተኛዋ : ለዘለዓለሙ : ሥጋ : መብላትን : መተው : ነው : ወይን : ለመጠጣት : የግድ : ምክንያት : ባያገኘው : ለቁመተ : ሥጋና : ለሚመስለውም : ከታዘዘው : በቀር : ምግብን : መቀነስ : ነው :

፪፻፷ ወሐምሰኒ : ከመ : ይኩኑ : እጋው : ጉቡእነ : በከመ : ይቤ : ባስልዮስ : በድርሳኑ : በከመ : ነፍስ : አሐቲ : ወምክር : አሐቲ : ይኩኑ : በሥጋተሆሙ : ወእመሰ : ኮኑ : ብዙኃን : በሥጋሆሙ : ናሁ : ኮነ : መክብቦሙ : ፩ዱ : እምላክ : አስተጋባኢሃ : ለይእቲ : ነፍስ : አሐቲ : ዘተጋብአት : በማእለረ : ፍቅር : ወኮሉ : ለሰአሐዱ : እምኔሆሙ : ኢየሐዩ : በርእሱ : ባሕቲቱ : ዳእሙ : የሐይወ : በበይናተሆሙ : ለአሥምርተ : እግዚአብሔር : ይትቀነዩ : ለሰርእሶሙ : በዕሪና : ወፈቃድ : ወበእንተ : ዝንቱ : ተኅድር : ሰላም : ማእከሌሆሙ : ወኮሉ : ለለ፩ዱ : ፩ዱ : እምኔሆሙ : ይትማሠጦ : ለትፋፋት : እምነ : ካልኡ : ወአልቦ : በገቢሆሙ : ዘይትግፋዕ : ወበእንተ : ዝንቱ : ይወርሰዋ : ለመንግሥተ : ሰማያት : ወይትወሐድ : ልቦሙ : በውስተ : ተእዝዞ : ፍጹም : ወየሐይወ : በከመ : ሕይወት : እንተ : ትመጽእ : በደኃሪ : ዘመን :

፪፻፷፭ አምስተኛ : ባስልዮስ : በድርሳኑ : እንደተናገረ : ወንድሞች : የተሰበሰቡ : ይሆኑ : ዘንድ : ነፍስ : እንዲት : ምክርም : እንዲት : እንደሆነች : በሥጋቸው : አንድ : ይሆኑ : ዘንድ : ነው : በሥጋቸው : ብዙ : ቢሆኑ ግን : እነሆ : በፍቅር : ማሠሪያ : የተሰበሰበች : የእንዲቱ : ማኅበር : ስብሰቢዋ : እምላክ : እንዱ : አለቃቸው : ሆነ : ሁሉም : ከነርሱ : ወገን : እያንዳንዱ : በራሱ : ብቻ : እይኖርም : በትክክልና : በፈቃድ : ለራሳቸው : ይገዙ : ዘንድ : እግዚአብሔርን : ደስ : ለማሰኘት : እርስ : በርሳቸው : ይኖራሉ : እንጂ : ስለዚህ : ሰላም : በመካከላቸው : ታድራለች : ሁሉም : ከነርሱ : እያንዳንዱ : ከሌላው : ትፋፋትን : ይንግጠቀዋል : ከነርሱ : ዘንድ : የሚበደል : የሰም : ስለዚህ : መንግሥተ : ሰማያትን : ይወርሷታል : በፍጹም : ትእዛዝ : ልባቸው : አንድ : ይሆናል : በኋላ : ዘመን : እንደምትመጣው : ሕይወት : ይኖራሉ :

፪፻፷፩ ወሳድሲትኒ : ዘይገብር : ኮሎ : ሕይወቶ : ለጸም : ወጸሎት : ወጸማ : ወተግባር : ወአዝልፎተ : ዝክረ : እግዚአብሔር : ወእንብቦተ : መጻሕፍቲሁ : ወአእምሮ : ትርጓሜሁ : ወእንብቦ :

፪፻፷፩ ስድስተኛዋ : ሕይወቱን : ሁሉ : ለጸም : ለጸሎት : ለድካም : ለሥራ : የሚያደርግ : ዘወትርም : እግዚአብሔርን : ለማሰብ : መጻሕፍትን : ለማንበብ : ትርጓሜውን : ለማወቅ : ወዳጆቹን :

እንቀጽ ፡ ፫ ።

ሰለ ፡ መነኩሳት ።

ሰምዐ ፡ ጉባኤ ፡ መነኩሳት ፡ በዝንቱ ፡ ዘእንበለ ፡ ተጋእዞ ፡ ወፍልጠት ፡ ይኩን ፡ ማእከሌሆሙ ፡ በዝንቱ ፡ ወይረበይዎ ፡ ሊቀ ።

፫፻፳፬

ሰስ ፡ ወሊቀ ፡ ምኒት ፡ ይኩኖሙ ፡ ሰእሳው ፡ ከመ ፡ እብ ፡ ጠባይዓዋ ፡ ምስሰ ፡ ውሉዳ ፡ እለ ፡ ይትኤዘዙ ። ወከመ ፡ መምሀራን ፡ ሥጋውያን ፡ ምስሰ ፡ እለ ፡ ሀለዉ ፡ ታሕተ ፡ እደቂሆሙ ፡ እስመ ፡ እብ ፡ ያፈቅር ፡ ክመ ፡ ይኩኑ ፡ ውሉዳ ፡ ሠናያን ፡ ወጠቢባን ፡ ወጎፋርያን ፡ ወትሑታን ። እስመ ፡ ክብረ ፡ ውሉድ ፡ ትበቀሳ ፡ ለእበቂሆሙ ። ወከማሁ ፡ መምሀራንን ፡ ይፈቅዱ ፡ ከመ ፡ ይኩኑ አርዳእሆሙ ፡ ሠናያን ፡ እእምሮ ፡ ወምግባር ፡ ወተመሃርያን ፡ ውስተ ፡ ኪነታቶሙ ፡ ወይኩኑ ፡ ተመሃርያን ፡ ትሩፋን ፡ ወመዋዕያን ፡ ለዘይት ቃወሞሙ ፡ ወበእንቲላሆሙ ፡ ይትእኩቱ ፡ መምሀራኒሆሙ ፡ እስመ ፡ ዝንቱ ፡ ጽድቅ ፡ ይበጽሕ ፡ በፍጻሜ ፡ ተልእኮቶሙ ።

የተሰበሰቡ ፡ መነኩሳት ፡ በዚህ ፡ ምስክር ፡ የሆኑት ፡ በዚህ ፡ በመካከላቸው ፡ ይሁን ፡ እስተጻዳሪም ፡ ያድርጉት ።

፫፻፳፭

በስ ፡ እበ ፡ ምኒቱ ፡ ሥጋዋ ፡ እባት ፡ ለሚታዘዙት ፡ ልጆቹ ፡ እንደሚያደርግላቸው ፡ ሥጋውያን መምሀራንም ፡ ክሥልጣናቸው ፡ በታች ፡ ላሉት ፡ እንደሚያደርግላቸው ፡ ለወንድሞች ፡ ያድርግላቸው ። አባት ፡ ልጆቹ ፡ መልካሞችና ፡ እዋቂዎች ፡ የሚፈሩና ፡ ትሑቶች ፡ ይሆኑ ፡ ዘንድ ፡ ይወዳልና ፡ የልጆች ፡ ክብር ፡ ወላጆቻቸውን ፡ ትጠቅማላችና ፡ እንደዚሁም ፡ መምሀራን ፡ ደቀመዛሙርቶቻቸው ፡ በዕውቀትና ፡ በሥራ ፡ እውነተኞች ፡ ጥበባቸውን ፡ የተማሩ ፡ ይሆኑ ፡ ዘንድ ይወዳሉ ። ተማሪዎቻም ፡ ፍጹማን ፡ የሚቃወማቸውን ፡ ድል ፡ የሚነሱ ፡ ይሁኑ ። በእነርሱ ፡ መምሀራኖቻቸው ፡ ያመስገናሉ ። ይዘ ፡ እውነት በአገልግሎታቸው ፡ መጫረሻ ፡ ላይ ፡ ይደርሳልና ።

፫፻፳፮

ወይደልዎ ፡ ሰእብ ፡ መንፈሳዊ ፡ ወመምሀረ ፡ ግብራት ፡ እንተ ፡ ይእቱ ፡ ዘእግዚእብሔር ፡ ከመ ፡ ይኩን ፡ ፈቃዱ ፡ ወጎሠሣሁ ፡ ሰደቂቁ ፡ ተመሃርያን ፡ ከመ ፡ ይኩኑ ፡ ተመሃርያን ፡ ትሑታን ፡ ወጠቢባን ፡ ሠናያን ፡ ወጸሐቅያን ፡ ውስተ ፡ ተፀምዶ ፡ ወመዋዕያን ፡ ለዕድቀኒሆሙ ፡ መንፈሳዊያን ፡ ከመ ፡ ይንሥእ ፡ እክሊላተ ፡ ባብሐት ፡ እምክርስቶስ ፡ ዘረሰሎ ፡ ለእግብርቲሁ ፡ ጸሐቅያን ፡ ለሠናይ ፡ ወቅሩባን ፡ ኅቤሁ ፡ ወመፍቅርያን ፡ ሎቱ ፡ ወግባርያን ፡ ፈቃዱ ።

፫፻፳፯

ሰሥራዎች ፡ መምሀርና ፡ ሰመንፈሳዊ ፡ እባት ፡ ይገባዋል ። ይህችውም ፡ የእግዚእብሔር ፡ ሥራናት ፡ ለሚማሩት ፡ ልጆቹ ፡ ፈቃዱና ፡ ፍላጎቱ ፡ የተማሩ ፡ ትሑቶች ፡ እዋቂዎች ፡ መልካሞች ፡ በተባሕትዎ ፡ የተጉ ፡ ረቂቃን ፡ ባላጋሮቻቸውን ፡ ድል ፡ የሚነሱ ፡ ይሆኑ ፡ ዘንድ ፡ እገልጋዮቹ ፡ ለበጎ ፡ ሥራ ፡ ትጉሐች ፡ ወደ ፡ እርሱ ፡ እንዲቀርቡ ፡ እርሱን ፡ እንዲወዱ ፡ ፈቃዱን ፡ እንዲፈጽሙ ፡ ካደረጋቸው ፡ ክክርስቶስ ፡ የምስጋና ፡ እክሊሎችን ፡ ይቀዳጁ ፡ ዘንድ ።

፫፻፳፰

ወይደልዎ ፡ እምኒሆሙ ፡ ፍጻሜ ፡ ክብር ፡ በእንተ ፡ ዘረሰሎ ፡ በትምህርቱ ፡ እጎወ ፡ ለእግዚእን ፡ እስመ ፡ ውእቱ ፡ በትምህርቱ ፡ ርኅብት ፡ ይቤ ፡ “እስመ ፡ ነሉ ፡ ዘይገብር ፡ ፈቃዶ ፡ ሰእቡየ ፡ ውእቱ ፡ እኑየ” ። እመበ ፡ እኮኑ ፡ ርቱን ፡ በእምልኮቱ ፡ እግዚእብሔር ፡ እስመ ፡ ውእቱ ፡ ኮን ፡ ይሚግቦሙ ፡ በእኩይ ፡ ወእይሚግቦሙ ፡ ዘሠናይ ፡ ይትኅፈር ፡ በዕለተ ፡ ደይን ። ወበዝንቱ ፡ ዘመን ፡ ሰእመ ፡ ኮኑ ፡ ውሉድ ፡ እኩያን ፡ ወውእቶሙ ፡ በእምሳለ ፡ ሕምዛት ፡ ዘይወድዩ ፡ ቅድመ ፡ ሕምዛቲሆሙ ፡ ላዕለ ፡ ወላድያኒሆሙ ።

፫፻፳፱

በትምህርቱ ፡ የጌታችን ፡ ወንድሞች ፡ በላደረጋቸው ፡ ከነርሱ ፡ ዘንድ ፡ ፍጹም ፡ ክብር ፡ ይገባዋል ፡ እርሱ ፡ በማትወሰን ፡ ትምህርቱ ፡ እንዲህ ፡ ብሏልና ፡ «የእባቴን ፡ ፈቃድ ፡ የሚያደርግ ፡ ሁሉ ፡ እርሱ ፡ ወንድሜ ፡ ነውና» (ማቴ ፡ ፲፪ ፡ ፱) ። እግዚእብሔርን ፡ በማምለክ ፡ የቀኑ ፡ ካልሆኑ ፡ ግን ፡ እርሱ ፡ በከፉ ፡ እጠባበቅ ፡ እንጂ ፡ በበጎ ፡ እጠባበቅ ፡ እይጠብቃቸውምና ፡ በፍርድ ፡ ቀን ፡ ያፍራል ። በዚህ ፡ ዘመን ፡ ልጆቻቸው ፡ ክፉዎች ፡ ቢሆኑ ፡ በወላጆቻቸው ፡ ላይ ፡ መርዛቸውን ፡ እስቀድመው ፡ በሚጥሉ ፡ በመርዞች ፡ አምሳል ፡ ናቸው ።

፫፻፳፲

ወበእንተዝ ፡ ይደልዎ ፡ ለኖላዊ ፡ ከመ ፡ ይመግቦሙ ፡ በዘይደሉ ፡ ወበዘይትፈቀድ ፡ ለለ፩ ፡ ፩ዱ ፡ በእምጣን ፡ ሐሳብ ፡ መዋዕሊሆሙ ፡ ለዘቀ

፫፻፳፯

ሰሰዚህ ፡ ጠባቂው ፡ እያንዳንዱን ፡ በሚገባ ፡ በሚወድድ ፡ ገንዘብ ፡ ሊጠብቃቸው ፡ ይገባል ። በመታዘዛቸው ፡ ሰቀደመውና ፡ ለኋለኛው ፡ እንደ

አንቀጽ ፡ ፮ ።

ሰለ ፡ መነኩሳት ።

ደሙ ፡ ወለዘተድጎረ ፡ ውስተ ፡ ትእዛዘሙ ፡
ወዘወስነሂ ፡ ወአሕጽጽ ፡ ውስተ ፡ ጸምዖቶሙ ፡
ወዘድካምሂ ፡ ወዕረፍት ፡ ውስተ ፡ ተግዛሮሙ ፡
ወዘዕዘደሂ ፡ ወዘፍእስ ፡ ዘሕይውተ ፡ ሥጋዎሙ ፡
ለቀረብሂ ፡ ወርሐቅ ፡ እምግብራተ ፡ ልማዳቲ
ሆሙ ፡ ዘጥሂናሂ ፡ ወዘደዌ ፡ ውስተ ፡ ፍጥረ
ቶሙ ።

ዘመናቸው ፡ ሐሳብ ፡ መጠን ፡ በድካማቸው ፡
ጊዜ ፡ በማብዛትና ፡ በማሳነስ ፡ በሥራቸውም ፡
ጊዜ ፡ በድካምና ፡ በዕረፍት ፡ በማብዛትና ፡ በማ
ሳነስ ፡ በሕይወተ ፡ ሥጋቸው ፡ ከልማዳቸው ፡
ሥራዎች ፡ ለማቅረብና ፡ ለማራቅ ፡ በሰውነታ
ቸው ፡ ውስጥ ፡ በጤናና ፡ በደዌ ።

፪፻፷፰

ወአገነ ፡ ሸደ ፡ ቀጥኖሁ ፡ ለዘንቱ ፡ ተፈልጦ ፡
ወብወሐክ ፡ ለመግብት ፡ ከመ ፡ ይሥርቡ ፡ ነሱ ፡
ለለጅዎ ፡ ጅዎ ፡ በነሱ ፡ ጊዜ ፡ በዘይደሉ ፡ ሎቱ ፡
እንዘ ፡ ፈጸምዎን ፡ ዘጽሑፍ ፡ ዘይብል ፡ እስመ ፡
አሙንቱ ፡ ነኑ ፡ ይወቱ ፡ ለነሱ ፡ ለሰጅዎ ፡ ጅዎ ፡
ዘይፈቀዶ ፡ ፍሕቱ ፡ ዛቲ ፡ አርአዶ ፡ አሐቲ ፡
ተኩን ፡ ለነሱሙ ፡ ወይእቲ ፡ ከመ ፡ አይብ
ልዑ ፡ ለግሰም ፡ ወአገሰስዕት ፡ ወበእንተ ፡
ከመ ፡ እሰ ፡ ታሕተ ፡ አደሁ ፡ ሰሊቅ ፡ ይትመስ
ልዎ ፡ ሎቱ ፡ ወይደሉ ፡ ከመ ፡ ትኩን ፡ ሐራቱ ፡
ፍጽምተ ፡ በነሱ ፡ ትእዛዘ ፡ እግዚአብሔር ፡
ከመ ፡ አይትሐዘብ ፡ ሸደሂ ፡ እምኔሆሙ ፡ ከመ ፡
ውእቱ ፡ እንበለ ፡ ከሂል ፡ ከመ ፡ ይሰቀብ ፡ ትእ
ዛዘ ፡ እግዚአብሔር ፡ ወይደሉ ፡ ከመ ፡ ትኩን ፡
እርአዶሁ ፡ ወግብሩ ፡ ዘጊዜ ፡ አርምሞቱ ፡ ዘይበ
ቀዶሙ ፡ ፈድፋድ ፡ እምዘይግዛሮሙ ፡ በቃሉ ፡
ወይተሐት ፡ ለኤዲስቆጶስ ፡ ኮራ ፡ ኤዲስቆጶስ ።

፪፻፷፱

የዚህ ፡ የመሰየት ፡ ሕጉ ፡ አንድ ፡ አይደለም ፡
ሹማምቱ ፡ ለእያንዳንዱ ፡ ሁልጊዜ ፡ የሚገባ
ውን ፡ ማዘዝ ፡ ይገባቸዋል ። እነሱ ፡ ለእያንዳ
ንዱ ፡ የሚፈልገውን ፡ ይሰጡ ፡ ነበርና ፡ የሚ
ሰውን ፡ ጽሑፍ ፡ እየፈጸሙ ፡ ነገር ፡ ግን ፡ ይህች
አብነት ፡ ለሁላቸው ፡ ትሁናቸው ፡ ይህችውም ፡
የጣመ ፡ እንዳይበሉ ፡ እየሳሱም ፡ እንዳይበሉ ፡
ከሥልጣኑ ፡ በታች ፡ ያሉት ፡ አስተዳዳሪውን ፡
ይምሰሱት ፡ በእግዚአብሔር ፡ ትእዛዝ ፡ ሁሉ ፡
አካሄዱ ፡ ፍጽምት ፡ ትሆን ፡ ዘንድ ፡ ይገባል ፡
የእግዚአብሔርን ፡ ትእዛዝ ፡ ይጠብቅ ፡ ዘንድ ፡
እርሱ ፡ ያለ ፡ ችሎታ ፡ እንደሆነ ፡ ከአነርሱ ፡
ወገን ፡ አንዱስ ፡ እንኳ ፡ እንዳይጠራጠር ፡ ዘብ
ሕትውናው ፡ ጊዜ ፡ በአብነትነቱና ፡ በሥራው ፡
ፈጽሞ ፡ በቃሉ ፡ ከሚያስተምራቸው ፡ ወገን ፡
የሚጠቅማቸው ፡ ይሆን ፡ ዘንድ ፡ ይገባል ፡
ቆሞሱ ፡ ለኤዲስቆጶስ ፡ ይታዘዝ ።

፪፻፸፬

ዘኒቅያ ፡ ወይደሉ ፡ ሰሊቀ ፡ ምኔት ፡ ከመ ፡ ይኩን
ሪድኤ ፡ ወላእኮ ፡ ዘይቀውም ፡ ቅድመ ፡ ገጹ ፡
አስተማሳሌ ፡ በነፍሱ ፡ ግብረ ፡ ኤልሳዕ ፡ ነበይ።
እስመ ፡ እንዘ ፡ ውእቱ ፡ ወልደ ፡ ሸደዎ ፡ ብእሲ ፡
ነበቱ ፡ እምዓበይተ ፡ እስራኤል ፡ ኢንጎረረ ፡
እምተልእኮተ ፡ ኤልያስ ፡ ነበይ ፡ ወውእቱ ፡
ጅዎ ፡ ብእሲ ፡ እምእሳ ፡ የነድሩ ፡ በብሔረ ፡
ገለዓድ ፡ ወአይዘ ፡ በልዙ ፡ አሮ ፡ እትሰእኮ ፡
ለዘንቱ ፡ ቀሪናዌ ፡ ወአመጽእ ፡ ማእከል ፡ ማኅ
ደሮሙ ፡ ለደቀቀ ፡ አስራኤል ፡ ነዘ ፡ አለ ፡ የእ
ምሩኒ ፡ ወእትሰእኮ ፡ ለብእሲ ፡ ፈላሲ ፡ ወምስ
ኪን ፡ አላ ፡ ኮን ፡ ይራኢ ፡ ከመ ፡ ይእቲ ፡ ህገር ፡
እንተ ፡ ያንሰሱ ፡ ባቲ ፡ መምዘሩ ፡ ኢይደልዎሙ
ለስብሌ ፡ ዘሌሃ ፡ ከመ ፡ ይኩን ፡ ሎቱ ፡ ላእካኒ
ወአኦርድእቲ ፡ ወዘከመ ፡ ባቲ ፡ ሕሊና ፡ ይደ
ልዎሙ ፡ ለአርድእት ፡ ከመ ፡ የሐልዩ ፡ ወለእመኒ ፡
ኮን ፡ በክብረ ፡ ዘንቱ ፡ ዓሰም ፡ ክብራን ፡ እመምዘ
ራኒሆሙ ፡ ወይደሉ ፡ ከመ ፡ ይበሉ ፡ በልቦሙ ፡
ወይ ፡ ለን ፡ በእንተ ፡ ዘኮን ፡ ዘአንክል ፡ ከመ ፡

፪፻፸፱

ኒቅያ ፡ የገዳሙ ፡ አስተዳዳሪ ፡ ረድኤ ፡ በራቱ ፡
የሚቆመው ፡ አገልጋዩ ፡ በሰውነቱ ፡ የነበዩ ፡
የኤልሳዕን ፡ ሥራ ፡ የሚያስመስል ፡ መሆን ፡
ይገባዋል ፡ ከእሥራኤል ፡ ውስጥ ፡ ከታላላቆቹ ፡
ወገን ፡ የአንዱ ፡ ክብር ፡ ልጅ ፡ ሲሆን ፡ ኤልያ
ስን ፡ ከማገልገል ፡ አላረፈምና ፡ ይኸውም ፡ በገ
ሰዓድ ፡ ከሚኖሩት ፡ አንዱ ፡ ነው ። ለዚህ ፡ ቀሪ
ናዌ ፡ እንዴት ፡ አገለግሰዋለሁ ፡ በሚያውቁኝ ፡
በእሥራኤል ፡ በ.ት ፡ መካከል ፡ እንዴት ፡ እመ
ጣሰሁ ። ለሰደተኛውና ፡ ለመጽተኛው ፡ ስው ፡
እንዴት ፡ አገለግሰዋለሁ ፡ አሳሰም ። መምዘሩ ፡
የሚመላሰስበት ፡ አገር ፡ ሰዎች ፡ አገልጋዮቹና ፡
ደቀ ፡ መዛሙርቱ ፡ መሆን ፡ እንዳልተገባቸው ፡
ያይ ፡ ነበር ፡ እንጂ ። ደቀ ፡ መዛሙርት ፡ እንደ
ዚህች ፡ ያለች ፡ ሐሳብ ፡ ሊያስቡ ፡ ይገባቸዋል ፡
ምንም ፡ እንኳ ፡ በዚህ ፡ ዓሰም ፡ ክብር ፡ ከአዋቲ
ዎቻቸው ፡ ይልቅ ፡ የከበሩ ፡ በሆኑ ፡ በሥጋ ፡
የወለዱን ፡ አባቶቻችን ፡ በአሳደጉን ፡ ፈንታ ፡
የምናገለግላቸው ፡ ከሆነ ፡ መንፈሳውያን ፡ አባ

አንቀጽ : I =

በለ : መነኩሳት =

ንፍድዮሙ : ለአበዊን : እለ : ወለዱን : በሥጋ :
ሀዩንት : ዘሐፀኑን : እፎ : ፈድፋድ : ይደልወን :
ከመ : ንፍድዮሙ : ለአበዊን : መንፈሳውያን =

፫፻፸፱

ወይደልዎሙ : ለሊቃውንት : ከመ : ይግበሩ :
ለአርዳኢሆሙ : ተአዛዝያን : በከመ : ኮነ :
ኢዮብ : ይገብር : በበንግህ : ኩሎ : ዕለተ : ያቄ
ርብ : ቀሩባን : በእንተ : ብእሲቱ : ወውሉዱ :
ወላእካኒሁ = ወከመዝ : ይደሉ : ሎሙ : ለመም
ሀራን : ይግበሩ : ከግሁ : እንዘ : ይጻፈዩ : ለአር
ድእቲሆሙ : ወይስአልዎ : ለእግዚአብሔር :
መሐሪ : ምሕረተ : በእንተ : እድገኛቶሙ :
ወዝንቱ : እንቀጽ : ዘእንበለ : ግዘት =

፫፻፸፳

ወይኩን : ጎሩዮ : ወንጹሐ : ወምእመን : አኮ :
እኩዮ : ወኢፈታዌ : ወኢያጥሪ : ምንተኒ = ወኢ
ይብላዕ : ወኢይቡተይ : ወኢይኑም : ውስተ :
በዓተ : ፩ዱ : ዘዞቱ : ነውር = ወኢይሳረይ : ፩ደ
እምእዝማዲሁ : ወፍቀራኒሁ : በምንተኒ : ለግ
ብረ : ምኔት = አላ : ይግበር : በዘይሴባሕ :
ቦቱ : እግዚአብሔር : በእንተአሁ : ከመ : ይት
ፈጽም : በላዕሌሁ : ቃሉ : ዘይብል : “ ብፁዕ :
ውእቱ : ገብር : ዘመጸአ : እግዚአ : ይረከቦ :
እንዘ : ይገብር : ኩሎ : ዘእዘዞ : ሎቱ” : ወከመ :
ይኩን : መጋቤ : ንዋይ : ዘምኔት : ምእመን :
ወምኩረ : በዘይሁብ : እምዘተእመን : ቦቱ :
በፍሡሕ : ገጽ : ወበልብ : ንጹሕ : ለላማዊ :
ዘይሔውጾሙ : ለድኩማን : ወይፈጽም : ጸሕ
ቆሙ : ለድወያን : ወኢይኩን : መፍቀሪ : ዕረ
ፍት : ወበሊዕ : ወበትይ : ባሕቲቱ : ዘእንበለ :
አጋዊሁ : ዲቦ : ማእድ : ዘማእከል : ዕጢቅ :
ቡንቦ : ኩሎሙ : ወኢያቅልል : አሐደሂ : እም
እለ : ይመጽኡ : ገቦ : ምኔት = ጻእሙ : ያክብ
ሮሙ : በዘሀለወ : ጎቢሁ = ወየሐውጾሙ :
በዘቦ : እመዛግብተ : ምኔት : እመብልዕ : እንተ
ባቲ : ይከውን : ላዕሌሃ : ሙሰና : ወጎፍረት :

፫፻፸፻

ቶቻችንንማ : እናገለግላቸው : ዘንድ : እንዴት :
ይገባን : ይሆን ? ያልቻልን : ለሰሆን : በልቡና
ቸው : ወዮልን : ማለት : ይገባቸዋል =

፫፻፸፱

ሁልጊዜ : በነግህ : በነግህ : በላሚሰቱ : በለ
ልጆቹ : ስለአገልጋዮቹ : መሥዋዕት : ይሠዋ :
እንደነበረ : እንደ : ኢዮብ : መምህራንም : ለሚ
ታዘዙ : ደቀመዛሙርቶቻቸው : ማድረግ : ይገ
ባቸዋል = እንደዚህ : ለደቀ : መዛሙርቶቻቸው
ሊጸልዩ : እነርሱን : በላማዳን : የምሕረት : ባለ
ቤት : እግዚአብሔርን : ሲለምኑ : መምህራን :
እንዲህ : ማድረግ : ይገባቸዋል : ይህ : አንቀጽ :
ያልተወገዘበት : አንቀጽ : ነው =

፫፻፸፳

የገዳሙ : አቡተዳዳሪ : ከወንድሞች : ወገን :
ከፍርድ : ቀን : የተነሣ : የሚፈራውን : በጎ :
ምግባር : ያለውን : ገዳሙ : የሚጠቀምበትን :
የሚወድ : በዕቃ : ቤቱም : ላይ : ወንድሞችን :
ሁሉ : የሚጎበኛቸውን : ለመርዳት : የሚፋጠ
ነውን : ፈጽሞ : ከትንሽ : ይልቅ : ትልቁን :
የማይመርጠውን : በሾመው : ገንዘብ : የእግዚ
አብሔርን : ቃል : የማይተላለፈውን : ይመር
ምር =

፫፻፸፻

የተመረጠ : ንጹሕ : የታመነ : ይሁን : ክፉ :
ገንዘብ : ወዳጅ : ያይደለ : ይሁን : ምንም : ገን
ዘብ : አያጠራቅም : ብቻውን : አይብላ : አይ
ጠጣ : ነውር : ባለበት : በእንዱ : ቦታ : ውስጥ :
አይደር : ከዘመዶቹ : ከወዳጆቹ : ወገን : እን
ዱን : በምንም : ለገዳሙ : ሥራ : አይምረጥ :
« ኔታው : በመጣ : ጊዜ : ያዘዘውን : ሲያደርግ :
የሚያገኘው : ባሪያ : ብፁዕ : ነው» : (ማቴ :
፳፬ : ፵፮) = ያለው : ቃሉ : በርሱ : ይፈጽም :
ዘንድ : እግዚአብሔር : የሚመሰገንበትን :
ይሥራ : እንጂ : የገዳሙ : ገንዘብ : ሹም :
የታመነ : የተፈተነ : ይሆን : ዘንድ : ከታመነ
በት : ወገን : በሚሰጥ : ገንዘብ : ደስታ : ባለው
ገጽ : ስላማዊ : በሆነ : በንጹሕ : ልብ : ደካሞ
ቹን : የሚጎበኛቸው : የድሆችንም : ግዳጃቸ
ውን : የሚፈጽሟቸው : ይሆን : ዘንድ : ዕረፍ
ትን : የሚወድ : አይሁን = ነገር : ግን : በሁ
ሉም : ዘንድ : በታወቀው : ማዕድ : መካከል :
ያለወንድሞቹ : ብቻውን : የሚበላና : የሚ
ጠጣ : አይሁን : ወደገዳሙ : ከሚመጡት :
ወገን : እንዲንቦ : እንኳ : አያቃል : ክርሱ :
ዘንድ : ባለው : ሁናቴ : ያከብራቸው : እንጂ :

እንቀጽ : ፲፱

ወያዕርፍ : ባቲ : ነጻያን : ወእናግደ ከመ : ኢትግስን : ወኢዮጎድጋ : ወይረብጎ : ኃጢ እተ = ወፈድፋደሰ : ስእመ : ማሰነት : በእንተ : ድንጸዌሁ : ወቅንአቱ : በዝንቱ : ወያሠምሮ : ለስደጣን : ወይደነጹ : ባቲ : ላዕለ : አግብርተ : እግዚእብሔር : እምእጋው : ነጻያን : ወእለ : ይበጽሑ : ኃበ : አንቀጽ : ምኔት =

፫፻፳፫

ወይኩን : ዐቃቤ : እንቀጽ : ምኔት : ልምሎመ : ቃል : ስርጉቃን : ወስቅፋባን : ወትሑተ : ጥቀ : ወተግጋሜ : እምዕርፈት : ወመርገም : ዘእን በለ : ተናግሮ : ወዘኢያሰተሐቅሮ : ስነጻይ : ወዘይለጠዎ : ፍጡነ : ለዘይጉደጉድ : እንቀጽ = ወዘያኩብዘመ : ለሆሎመ : ለለአሐዱ : በእ ምጣነ : ከሃሎቱ : ወሶብ : ሰምዖመ : ለእለ : ይበውእ : ወይወዕኡ : እንዘ : ይሔምይዎ : ለሊቀ : ምኔት : ዘእያፈጥን : ነገሮቶ : በዝንቱ : ከመ : ኢይጎዝን : ወኢይትሀወኩ : ሰብእ : ምኔቱ : አላ : ይትዐገሥ : እስከ : ይረክብ : ጊዜ : ዘያኤምሮ : ቡቱ : ከመ : ሊቀ : ምኔት : እይተክዝ : ለእመ : ነገሮ : ወይእተ : ጊዜ : ይን ግሮ : በሀድአት : ወከሞሳስ : ከመ : ዘይትመክ ነይ : ሎቱ : ለዘዕረረ : እምድጎረ : አውዕለ : ሎቱ : ቃለ : አበ : ምኔት : ከመ : እይጎዝን : ወኢይትቁጣዕ : ሶዘ : ነገሮ : ወያጠይቆ : ከመ እለ : መኑ : እመንቱ : እለ : ያከብርዎ : ወእለ : ያፈቅርዎ : ወእለ : መኑ : እለ : ይጸልእዎ : ወእለ : ያስተሐቅርዎሂ : ወእኮ : በፍኖተ : አድ ልዎ : ሎቱ : አላ : እሰመ : ዝንቱ : ይይሉ : ለግብረ : መልእክት : እንተ : ተሠይመ : ላቲ : ወይደልዎ : ለሊቀ : ምኔት : ከመ : ኢይክሥት : ዘንተ : ዘነግሮ : ዐቃቤ : እንቀጽ =

፫፻፳፬

ወኢያብሐ : ዐቃቤ : እንቀጽ : ለመኑሂ : እመ ነኩሳት : ከመ : ይፃእ : እምእንቀጽ : ምኔት : ወኢይጎድግ : መነሂ : ከመ : ይባእ : ኃበ : አጋው : ዘእንበስ : በትእዛዘ : ሊቀ : ምኔት : ወትእምርታቲሁ : ወኢይጎድጎመ : ይትጋ ብኡ : ኃቤሁ : በእንቀጽ : ምኔት : ወይንበሩ : በነገረ : መሀድምት : ወስላቅ : ወኢይንግእ : እም፩ዱሂ : እምኔሆመ : ምንተኒ : ወኢያንብር : ማጎፀንተ : ሎቱ : ዘእንበለ : ያእምሩ : አጋው : ወእመ : እንበረ : ኃቤሁ : ፩ዱ : እንግዳ :

በለ : መነኩሳት =

በገዳመ : ካለው : ገንዘብ : ጥፋት : ኃፍረት : ባለበት : ምግብ : ይጎብኛቸው : እንዳትጠፋ : ነጻያንን : እንግዶችን : ያሳርፍባት = እይተዋት : ቢተዋትና : ብትጠፋ : ኃጢእትን : ያተርፋል = ይልቁንም : ሰለ : ንፍገቱና : ሰለ : ቅንዕቱ : በዚህ : ብትጠፋ : ሰይጣንን : ደሰ : ያሰኘዋል : ከደሆቹ : ክእጋው : ወገን : በእግዚእብሔር : አገልጋዮች : ላይ : ወደ : ገዳሙ : በር : የሚደር ሱትንም =

፫፻፳፭

የገዳሙ : በር : ጠባቂ : ለፋቆችም : ለቅርቦ ችም : ቃለ : ልዝብ : ይሁን : እጅግ : ትሑት : ይሁን : ከመናገር : በቀር : ከሰድብና : ከመር ገም : ታጋዥ : ይሁን : ደሀውን : የማይንቅ : በር : ለሚመታው : ፈጥኖ : የሚከፍትለት : በተቻለው : መጠን : ሁሉንም : ለእያንዳንዳ ችው : የሚያከብራቸው : ይሁን : የሚወጡትና : የሚገቡት : የገዳሙን : እስተዳዳሪ : ሲያሙት : ቢሰማቸው : በዚህ : እንዳያዝን : የገዳሙም : ሰዎች : እንዳይታወኩ : ፈጥኖ : እይንገረው = ቢነግረው : የገዳሙ : አስተዳዳሪ : እንዳያዝን : የሚያመለክትበት : ጊዜ : እስኪያገኝ : ድረስ : ይታገሥ : እንጂ : የገዳሙ : እስተዳዳሪ : ነገር : ከጀመረለት : በኋላ : በሰደበው : ሰው : እያመካኘ : ያንጊዜ : በጸጥታ : በፈገግታ : ይን ገረው : በነገረው : ጊዜ : እንዳያዝን : እንዳይ ቆጣ = የሚያከብሩትና : የሚወዱት : የሚጠ ሉትና : የሚያስተሐቅሩትም : እነማን : እንደ ሆኑ : ያስረዳው = በማድላት : መንገድ : እይደ ስም = ይህ : ለተሾመባት : ለአገልግሎት : ሥራ ሰሰሚገባ : ነው : እንጂ = የገዳሙ : አስተዳዳሪ : በር : ጠባቂው : የነገረውን : መሠወር : ይገ ባዋል =

፫፻፳፬

በር : ጠባቂው : ከመነኩሳት : ወገን : ከገዳሙ : በር : ይወጣ : ዘንድ : ለማንም : ፈቃድ : እይ ሰጥ = ያለ : ገዳሙ : እስተዳዳሪ : ትእዛዝና : ምልክት : በቀር : ወንድሞች : ይዘቱ : ዘንድ : ማንንም : እይተው = በገዳሙ : በር : ተሰብስ በው : በተረት : በዋዛ : በፈዛዛ : ይቀመጡ : ዘንድ : እይተዋቸው = ከእነርሱ : ወገን : ከእን ዱሰ : እንኳ : ምንም : ተቀብሎ : ወንድሞች : ሳያውቁ : እደራ : እያሰቀምጥ = እርሱ : ዘንድ : እንድ : እንግዳ : የገንዘብ : እደራ : ቢያስቀምጥ

ማጎጠንተ ፡ ንዋየ ፡ ዚአሁ ፡ እይፋታሕ ፡ ወእይ
 ይበርብር ። ወሶበ ፡ የአምር ፡ ከመ ፡ ሐጸ ፡
 ሲሲተ ፡ ምኔት ፡ ለያቅልል ፡ ክበዳ ፡ በቃል ፡
 ሠናይ ፡ እንዘ ፡ ይበድዶሙ ፡ ለእናግድ ፡ በፍ
 ቅር ፡ ወበትሕትና ። ወለዘይመጽእ ፡ ውስተ ፡
 አንቀጸ ፡ ምኔት ፡ ያስተናሥኦ ፡ ለአስተዋዕኦ ፡
 እምዘዚአሁ ፡ ሠናየ ፡ ወኢይትፋቀር ፡ ምሰለ ፡
 ሰብእ ፡ ዘይጸልኦ ፡ ቦተ ፡ ሊቀ ፡ ምኔት ፡ ላዕ
 ሌሆሙ ፡ ወበዘይሬስዮ ፡ እኩየ ፡ ኅቤሆሙ ፡
 ወይከውን ፡ በውዴቱ ፡ አምሳለ ፡ ይሁዳ ፡ ዘእስ
 ተዋደዮ ፡ ለመምህሩ ፡ በምከንያተ ፡ እንተ ፡ ቀብ
 አቶ ፡ ለአግዚአን ፡ ዕፍረተ ፡ ወውአቲስ ፡ በአ
 ከየ ፡ ልቡ ፡ አስተርእየ ፡ ከመ ፡ ውእቱ ፡ ወሃቢ ፡
 ለነዳያን ።

፫፻፸፭

ሳድስ ፡ በእንተ ፡ ተአዝዞቶሙ ፡ ወተሠርዖ
 ቶሙ ። ዘኒቅያ ፡ ወይደሉ ፡ ከመ ፡ ይኩኑ ፡
 ጊባኤ ፡ አጋው ፡ እዝላፍያን ፡ ጾም ፡ ወጸሎት ፡
 ወእንብቦተ ፡ መጸሕፍት ፡ ቅዱሳት ፡ በከመ ፡
 እዘዘመ ፡ ሊቀ ፡ ምኔት ፡ ወይትላክኩ ፡ በእብራ
 ቶሙ ፡ ለሰሰሙን ፡ በውሳጤ ፡ ቤተ ፡ ክርስቲ
 ያን ፡ ወአፍላሃ ፡ ውስተ ፡ ኩሉ ፡ መልእክት ፡
 ከህነታዊት ፡ ወሥጋዊት ፡ ወሶበ ፡ በጽሐ ፡
 ኅቤሆሙ ፡ ፩ዱሂ ፡ መነኩስ ፡ እንግዳ ፡ ያዕብ
 ይዎ ፡ ወያክብርዎ ፡ ወያንብርዎ ፡ ምስሌሆሙ ፡
 ውስተ ፡ ማእድ ፡ ወያዕርፍዎ ። ወሕዝባውያንሰ
 ይብልዑ ፡ በባሕቲቶሙ ፡ በገቦ ። ወቦ ፡ እምኔ
 ሆሙ ፡ ዘያነብሮ ፡ ሊቀ ፡ ምኔት ፡ ምሰሌሁ ፡
 በማእዱ ፡ በእንተ ፡ ግብር ፡ ዘይደሉ ፡ ለበቀ
 ዔተ ፡ ምኔት ።

፫፻፸፮

ዘቸው፩ዱ ፡ ወከመ ፡ ይንበሩ ፡ በምግባር ፡
 ሠናይ ፡ በበይናቲሆሙ ፡ ወምስለ ፡ ኩሉ ፡
 ስብእ ፡ ወኢይሐሩ ፡ ውስተ ፡ ምሥያጣት ፡ ወፍ
 ናዋት ፡ ሐረተ ፡ ዘአልቦ ፡ ኅፍረት ፡ ወዘእን
 በለ ፡ ህድአት ፡ ወኢይትናበቡ ፡ በበይናቲሆሙ ፡
 በነገረ ፡ ስላቅ ፡ ወኅፍረት ፡ እንዘ ፡ ይስሕቁ ፡
 ወይዛውዑ ፡ አላ ፡ ይሀመዱ ፡ ለአርምሞ ፡ ወሰ
 ህድአት ፡ ወፈድፋደስ ፡ በኅበ ፡ ዓላውያን ፡
 ሃይማኖት ።

፫፻፸፯

ወይሠርገዉ ፡ በኩሉ ፡ ሠርጉ ፡ መንፈሳዊ ፡ ወኢ
 ዩትጋወርዎን ፡ ለአንስት ፡ ወኢይብልዑ ፡ ሥጋ
 ው፡ ፡ ምኔታቲሆሙ ፡ ወኢ ፡ ውስተ ፡ ካል
 ኢታ ። ወኢይሠርገዉ ፡ ወኢይትቀብኡ ፡ ዕፍ
 ረተ ። ወይቅንቱ ፡ ሐቋሆሙ ፡ በቅናት ፡ እም

አይፍታ ፡ እይበርብርም ። የገዳሙ ፡ ምግብ ፡
 እንዳለቀ ፡ ባወቀ ፡ ጊዜ ፡ እንግዶቹን ፡ በፍቅርና ፡
 በትሕትና ፡ እየሸኘ ፡ በበጎ ፡ ቃል ፡ ቸግሯን ፡
 ያቃልል ። ወደገዳሙ ፡ በር ፡ የሚመጣውን ፡
 ሰው ፡ ካለው ፡ በጎ ፡ አስተዋዕኦ ፡ ያወጣጣ ፡
 ዘንድ ፡ ያነሣሣው ፡ በእነርሱ ፡ ላይ ፡ የገዳሙ ፡
 አስተዳዳሪ ፡ ከሚጠላው ፡ ሰው ፡ ጋር ፡ እይፋ
 ቀር ፡ በእነርሱ ፡ ዘንድ ፡ ክፉ ፡ በሚያደርገው ፡
 ገንዘብ ፡ በነገር ፡ ሥራው ፡ ጌታችን ፡ ሸቱ ፡ በቀ
 ባችው ፡ ሴት ፡ ምከንያት ፡ መምህሩን ፡ የካ
 ደው ፡ የይሁዳ ፡ አምሳለ ፡ ይሆናል ፡ እርሱ ፡
 ግን ፡ በልቡ ፡ ክፋት ፡ ለድሆች ፡ እንደሚሰጥ ፡
 አስረዳ ።

፫፻፸፭

ሰድስተኛ ፡ ስለመታዘዛቸውና ፡ ስለመሰማማታ
 ቸው ፡ ይናገራል ። ኒቅያ ፡ የተሰበሰቡ ፡ ወንድ
 ሞች ፡ ጾምና ፡ ጸሎትን ፡ ቅዱሳት ፡ መጸሕፍት
 ንም ፡ ማንበብ ፡ የሚያዘወትሩ ፡ ሊሆኑ ፡ ይገ
 ባል ። የገዳሙ ፡ አስተዳዳሪ ፡ እንዳዘዛቸው ፡ በሥ
 ጋዊና ፡ በክህነታዊ ፡ አገልግሎት ፡ በቤተ ፡ ክር
 ስቲያን ፡ ውጭና ፡ ውስጥ ፡ በየሳምንቱ ፡ በአየ
 ሰሞናቸው ፡ ያገልግሉ ። አንድ ፡ አንግዳ ፡ መነ
 ኩሴ ፡ ወደ ፡ እነርሱ ፡ በደረሰ ፡ ጊዜ ፡ ፈጽመው ፡
 ያከብሩት ፡ በማዕድ ፡ ጊዜ ፡ ከእነርሱ ፡ ጋር ፡
 ያስቀምጡት ፡ ያሳርፉትም ። ሕዝባውያን ፡
 ግን ፡ ብቻቸውን ፡ በጎን ፡ ይብሉ ፡ ለገዳሙ ፡
 ጥቅም ፡ ስለሚገባ ፡ ሥራ ፡ ከነርሱ ፡ ወገን ፡ አበ
 ምኔቱ ፡ በማዕድ ፡ ክርሱ ፡ ጋር ፡ የሚያስቀም
 ጠው ፡ አለ ።

፫፻፸፮

፹፩ ፡ ርስ ፡ በርሳቸው ፡ ከሰውም ፡ ሁሉ ፡ ጋር ፡
 በበጎ ፡ ሥራ ፡ ይኖሩ ፡ ዘንድ ፡ ወደገብያና ፡
 ወደመንገድ ፡ ያለጸጥታ ፡ ኅፍረት ፡ የሌለው ፡
 አካሄድ ፡ አይሃዱ ። እርሱ ፡ በርሳቸው ፡ እየሣቁ ፡
 አየተጫወቱ ፡ በሚያሳፍርና ፡ በሰሐቅ ፡ ነገር ፡
 አይነጋገሩ ፡ ለብሕትውናና ፡ ለጸጥታ ፡ ይጸ
 መዱ ፡ እንጂ ፡ ይልቁንም ፡ ሃይማኖት ፡ በሌላ
 ቸው ፡ ዘንድ ።

፫፻፸፯

በመንፈሳዊ ፡ ጌጥ ፡ ሁሉ ፡ ያጌጡ ፡ ሴቶቹንም ፡
 አይኮራበቷቸው ፡ በገዳሞቻቸውና ፡ በሌላይቱ
 ውስጥ ፡ ሥጋ ፡ እይብሉ ፡ አያጌጡ ፡ ሸቱ ፡ እይ
 ቀቡ ፡ ከደንሳ ፡ ማስ ፡ ወገን ፡ በዝናር ፡ ወገባቸ
 ውን ፡ ይታጠቁ ፡ ልብሳቸውም ፡ ከደንሳ ፡

እንቀጽ፡ ፲ =

በለ፡ መንኰሳት =

አምአሰት፡ ገዢ፡ ወይኩን፡ ልብሶሙ፡ አም
ፀምር፡ ግዙፍ፡ ልብስ፡ መናንያን =

ግምጃ፡ ወገን፡ የመናንያን፡ ልብስ፡ ይሁን =

፫፻፸፮ ወከማሁ፡ አርአያሆሙ፡ በኩሉ፡ ግብርሙ፡
ይኩን፡ ካልእ አምአርአያ፡ ሕዝባውያን፡ ወይ
ርጎቱ፡ አምሠርጉ፡ ሕዝባውያን፡ ወልማዳቲ
ሆሙ፡ ከመ፡ አባው፡ አለ፡ ነግእን፡ አምኔ
ሆሙ፡ ግብረ፡ ትሩፋት፡ ወሠናያት፡ ወኮኑ፡
መንኰሳተ፡ በጽድቅ፡ ወየሐልዩ፡ በነፍሶሙ፡
ከመ፡ ውእቶሙ፡ ምወታን =

፫፻፸፯ እንደዚሁ፡ በሥራቸው፡ ሁሉ፡ መልካቸው፡
ከሕዝባውያን፡ መልክ፡ ልዩ፡ ይሁን = ከሕዝባ
ውያን፡ ጌጥ፡ ከልማዳቸውም፡ ይራቁ፡ የትሩ
ፋትና፡ የበጎ፡ ሥራን፡ ከነርሱ፡ እንደ፡ ተቀብ
ልናቸው፡ እንደ፡ አባቶች፡ በእውነትም፡ መን
ኰሳት፡ እንደሆኑ፡ እነሱ፡ ምወታን፡ እንደሆኑ
በልባቸው፡ ያስቡ =

፫፻፸፱ ምጣኔ፡ መብልዕኔ፡ ወስቴ፡ ወአልባስ፡ ለእመ፡
ኮኑ፡ ፈድፋድ፡ መስተገብራን፡ ምድር፡ ለስ
ብእ፡ ምኔት፡ ይደልዎሙ፡ ይብልፀ፡ ጀተ፡
ጊዜ፡ በ፩ዱ፡ ዕለት፡ ቀዳሚ፡ በ፪ቱ፡ ሰዓት፡
ወካልአ፡ በተፍጻሜተ፡ መዓልት፡ ወለአመስ፡
ኢኮኑ፡ መስተገብራን፡ ምድር፡ የአከሎሙ፡
፩ደ፡ ጊዜ፡ አመኔ፡ በ፱ቱ፡ ሰዓት፡ አው፡ በፍ
ጻሚ፡ መዓልት = ወይኑሙ፡ ውስተ፡ ምድር፡
ኅባ፡ በዓቶሙ =

፫፻፸፲ የምግብ፡ የመጠጥ፡ የልብስ፡ ልክ፡ አንዲህ፡
ይሁን = ለማግበሩ፡ ፈጽሞ፡ ምድር፡ አራሾች፡
ቢሆኑ፡ በአንድ፡ ቀን፡ ሁለት፡ ጊዜ፡ መብላት፡
ይገባቸዋል፡ መጀመሪያ፡ በስድስት፡ ሰዓት፡
፪ኛ፡ በአሥራ፡ ሁለት፡ ሰዓት፡ ገብረዎች፡ ባይ
ሆኑ፡ ግን፡ አንድ፡ ጊዜ፡ ይበቃቸዋል፡ በ፱
ሰዓት፡ ወይም፡ በ፲፪፡ ሰዓትም፡ ቢሆን፡ በቢ
ታቸው፡ ከምድር፡ ይተኙ =

፫፻፸፱ ወርእስ፡ ምኔትስ፡ ወድወያን፡ አምአጋው፡
እመ፡ ፈቀዱ፡ ከመ፡ ይኑሙ፡ ላዕለ፡ ዓራት፡
ይደልዎሙ፡ በአንተ፡ ከብርሙ፡ ወደዊሆሙ፡
ወኢያውዕኡ፡ አልባሲሆሙ፡ አምኔሆሙ =
ወሶበ፡ ፈቀዱ፡ ነዊመ፡ ኢይደሉ፡ ሎሙ፡
ከመ፡ ይፍትሉ፡ ቅናቶሙ፡ ወኢይኑሙ፡ ጀቱ፡
ላዕለ፡ ፩ዱ፡ ዓራት፡ ወኢይትላጸቁ፡ በበይና
ቲሆሙ = አላ፡ ይኩኑ፡ ድልዋን፡ ለጸሎት፡ ወለ
ትጋህ፡ በከመ፡ ይደለዉ፡ ሠራዊት፡ ለዕለተ፡
ጸብእ፡ ወሰዓተ፡ ቀትል =

፫፻፸፲ አበ፡ ምኔቱና፡ ከወንድሞች፡ ወገን፡ በሽተ
ኞች፡ የሆኑት፡ ግን፡ በአልጋ፡ ሊተኙ፡ ቢወዱ፡
ስለከብራቸውና፡ ስለደዌያቸው፡ ይገባቸዋል =
ልብላቸውንም፡ ከስውነታቸው፡ አያውልቁ፡
ሊተኙ፡ ቢወዱ፡ ቅናታቸውን፡ ለፈቱ፡ አይገ
ባም፡ ሁለቱ፡ በአንድ፡ አልጋ፡ አይተኙ፡ እርስ
በእርሳቸው፡ አይተቃቀፉ፡ ለጸሎት፡ ለመስ
ገድ፡ የተዘጋጁ፡ ይሁኑ፡ አንጂ፡ ወታደሮች፡
ለጠብ፡ ቀንና፡ ለውጊያ፡ ሰዓት፡ እንደሚዘ
ጋጁ =

፫፻፸፳ ወለአመ፡ በዝጎ፡ ጸማ፡ ወቅኔ፡ ላዕለ፡ ድኩ
ማን፡ ያዕርፍዎሙ፡ ወይጎድግዎሙ፡ ኑጎ፡
መዋዕል፡ አስከ፡ ይፈጽሙ፡ ጸሎተ፡ በባሕቲ
ቶሙ = ወጥዑያንሰ፡ ይትገበሩ፡ በበዕብራቶሙ፡
ወየሀብዎሙ፡ አልባስ፡ እምድጎረ፡ በዓለ፡
መለቀል =

፫፻፸፻ ድካም፡ አገልግሎት፡ በደካሞቹ፡ ላይ፡ ቢበዛ፡
ያስርፏቸው = በብቻቸው፡ ጸሎቱን፡ አስኪፈ
ጽሙ፡ ድረስ፡ ብዙ፡ ጊዜ፡ ይተዋቸው፡ ጤኑ
ኞች፡ ግን፡ በተራቸው፡ ይሥሩ፡ ከመስቀል፡
በዓል፡ በኋላ፡ ልብሳቸውን፡ ይስጧቸው =

፫፻፸፻ ወአመ፡ በጽሐ፡ ከረምት፡ ይጽሐፉ፡ አስማቲ
ሆሙ፡ በእንተ፡ እልባሲሆሙ፡ ወዓራዛቲሆሙ
አስከ፡ ሐጋይ = ወያንብርዋ፡ በመዛግብተ፡
ምኔት፡ አስከ፡ የአምሩ፡ ነግእታ፡ በፍጻሜ፡
ከረምት = ወከማሁ፡ ይግበሩ፡ በልብሶሙ፡
ዘከረምት፡ ጊዜ፡ ብጽሐተ፡ ሐጋይ = ወይጊሁ፡
በሐጋይ፡ ኅባ፡ ተግባርሙ = ወበጊዜ፡ ሐሩር፡
ይንበሩ፡ አስከ፡ ጊዜ፡ ጸሎት፡ ዘመንፈቀ፡
መዓልት = ወእምድጎረ፡ ጸለዩ፡ ይብልፀ፡

፫፻፸፻ ከረምት፡ በገባ፡ ጊዜ፡ በልብሳቸውና፡ በቀሚ
ሳቸው፡ ላይ፡ ስማቸውን፡ ጽፈው፡ አስከ፡ በጋ፡
ድረስ፡ በገዳሙ፡ ዕቃ፡ ቤት፡ ያስቀምጧት፡
ከረምቱ፡ እንደወጣ፡ እውቀው፡ አስኪያኝሷት፡
ድረስ፡ በጋም፡ በደረሰ፡ ጊዜ፡ በከረምት፡ ልብ
ሳቸው፡ ላይ፡ እንደዚሁ፡ ያድርጉ = በማለዳ፡
ወደ፡ ሥራቸው፡ ይገሥግሡ፡ በሐሩር፡ ጊዜ፡
አስከ፡ ቀኑ፡ የቀትር፡ ጸሎት፡ ጊዜ፡ ድረስ፡ ይቀ
መጡ፡ ከጸለዩ፡ በኋላ፡ ይብሉ፡ ከዚህ፡ በኋላ፡

ወእምዝ ፡ ያዕርፉ ፡ እስከ ፡ ዮንልፍ ፡ ዋዕይ ።
ወእምድጎረ ፡ ቈረ ፡ መዓልት ፡ ይትመዋጡ ፡
ኅበ ፡ ተግባርጦ ፡ እስከ ፡ ምሴት ፡ ወእምድ
ጎረ ፡ ጸለዩ ፡ ይደረሩ ።

፫፻፹፫

ወይከፍልዎ ፡ ለመዓልት ፡ ኅበ ፡ ቫቱ ፡ መክ
ረልት ፡ ፩ ፡ ክፍል ፡ ለጸሎት ፡ ወለእንብዕ ፡
ወካልኤ ፡ ክፍል ፡ ለመብልዕ ፡ ወግልሱ ፡
ክፍል ፡ ለተገብሮ ፡ ወያዕርፉ ፡ በማእከለ ፡
እሉ ፡ በእንተ ፡ ስቱስ ፡ ይስተዩ ፡ በእምጣነ ፡
ይረቅድ ፡ ሥጋ ፡ ለበቀላዬት ፡ በከመ ፡ እዘዘ ፡
ጳውሎስ ፡ ለረድኤ ።

፫፻፹፬

ዘኒቅያ ፡ ወለእመስኪ ፡ ሕዝባውያን ፡ ሶበ ፡
ነገዱ ፡ በንዋይ ፡ ይከውኖሙ ፡ ነውረ ፡ ማመ
ጠን ፡ ይከውኖሙ ፡ ነውረ ፡ ለመነኩሳት ፡
ሶበ ፡ ነገዱ ።

፫፻፹፭

በሰ ፡ ወእይደልዎ ፡ ለመናኒ ፡ ከመ ፡ ይፍቱ ፡
ሚመተ ፡ ከሀነት ፡ ወእ ፡ ሊቀ ፡ ምኔት ፡ እስመ ፡
ፍቅረ ፡ ሚመት ፡ ደዌ ፡ ስይጣናዊ ፡ ውእቱ ፡
ወዘወደቀ ፡ ውስተ ፡ ዝንቱ ፡ ሕማም ፡ ይከውን ፡
ቀናኤ ፡ ላዕለ ፡ እለ ፡ ይደልዎሙ ፡ ከመ ፡ ይከቱ ፡
ካህናተ ፡ ወሥደማን ፡ ወደቀጽብ ፡ ስብእ ፡ ላዕሌ
ሆሙ ፡ ወያስተናሥእ ፡ ወዮጎሥሥ ፡ ሞቶሙ ፡
ከመ ፡ ይከቱ ፡ ውእቱ ፡ በመካርጎሆሙ ፡ ወሶበ ፡
ኮነት ፡ ሎቱ ፡ እንእድ ፡ ይከውን ፡ ማእከሌሁ ፡
ወማእከሌሆሙ ፡ ሁከት ፡ ይርኒቅኪ ፡ እምዝ
ንቱ ፡ ፍትወት ፡ እኮይ ፡ ወሶበ ፡ ሠምረ ፡ እግዚ
አብሔር ፡ በዘደቀውም ፡ ለሚመት ፡ ውእቱ ፡
ባሕተቱ ፡ የእምር ፡ ሀይሠደሞ ፡ ወይደልዎ ፡
ለዕሙድ ፡ ከመ ፡ ይትረሊጥ ፡ በኮሱ ፡ ልቡ ፡
እምአበዌሁ ፡ ወእገማዲሁ ፡ ወሰብእ ፡ ሕዝባ
ውያን ፡ ከመ ፡ ተረልሶተ ፡ ምጡት ፡ እምሕ
ያዋን ።

፫፻፹፮

ወለእመ ፡ በእ ፡ ኅበ ፡ ምንነሱስና ፡ እሚሃ ፡ ይት
መዋጡ ፡ ኅበ ፡ ተዘምዶቱ ፡ እላ ፡ እይኩን ፡
ሎሙ ፡ ላዕሌሁ ፡ መካርጎ ፡ እበውና ፡ ዳእሙ ፡
መካርጎ ፡ አኅውና ፡ እስመ ፡ ለኮሎሙ ፡ እቡ
ሆሙ ፡ በጽድቅ ፡ ቀዳማዊ ፡ ውእቱ ፡ እግዚአብ
ሔር ፡ እቡ ፡ ኮሱ ፡ ወዳግማዊኒ ፡ እምድጎረ ፡
እግዚአብሔር ፡ ውእቱ ፡ እብ ፡ መንፈሳዊ ፡
ሊቅ ፡ ሀላዕለ ፡ ባቲ ፡ ትሩፋት ፡ ወለእገማዲ
ሁስ ፡ ቅሩባን ፡ በሥጋ ፡ ለይጎሥሥ ፡ ሎሙ ፡
እምእግዚአብሔር ፡ እምልቡ ፡ ንጽሕተ ፡ በዘያስ
ተሐምም ፡ ሎሙ ፡ እው ፡ ይሕትት ፡ በእንተ ፡

ዋዕይ ፡ እስኪያልፍ ፡ ድረስ ፡ ይረፉ ። ቀኑ ፡ ከቀዘ
ቀዘ ፡ በኋላ ፡ እስከ ፡ ምሽቱ ፡ ድረስ ፡ ወደሥራ
ቸው ፡ ይመለሱ ፡ ከጸለዩም ፡ በኋላ ፡ ይመገቡ ።

፫፻፹፫

ቀኑን ፡ ከሦስት ፡ ይከረሉት ። አንዱን ፡ ክፍል ፡
ለጸሎት ፡ ለማንበቢያ ፡ ዑለተኛውን ፡ ክፍል ፡
ለምግብ ፡ ሦስተኛውን ፡ ክፍል ፡ ለሥራ ፡ በእነ
ዚህ ፡ መካከልም ፡ ይረፉ ። ስለመጠጥ ፡ ግን ፡
ጳውሎስ ፡ ደቀ ፡ መገመሩን ፡ እንዳዘዘ ፡ ሥጋ ፡
ለጥቅም ፡ በሚያሻው ፡ መጠን ፡ ይጠጡ ።

፫፻፹፬

ኒቅያ ፡ ሕዝባውያን ፡ በገንዘብ ፡ በነገዱ ፡ የሚያ
ሰነውራቸው ፡ ከሆነ ፡ መነኩሳትማ ፡ በነገዱ ፡
ምን ፡ ያህል ፡ ያሰነውራቸው ፡ ይሆን ?

፫፻፹፭

በሰ ፡ መናኝ ፡ የከሀነት ፡ የእበ ፡ ምኔትነት ፡
ሹመት ፡ መውደድ ፡ እይገባውም ፡ የሹመት ፡
ፍቅር ፡ ስይጣናዊ ፡ በሽታ ፡ ነውና ፡ በዚህ ፡
በሽታ ፡ ላይ ፡ የወደቀ ፡ ሰው ፡ ካህናትና ፡
ሹማምት ፡ ሊሆኑ ፡ በሚገባቸው ፡ ላይ ፡ ቀና
ተኛ ፡ ይሆናል ። ሰው ፡ ጠቅሶ ፡ ያነግግባቸ
ዋል ። በእነርሱ ፡ ሹመት ፡ ይተካ ፡ ዘንድ ፡
ሞታቸውን ፡ ይወዳል ። ሹመቱ ፡ ባልሆነለት ፡
ጊዜ ፡ በርሱና ፡ በእነርሱ ፡ መካከል ፡ ችግር ፡
ይፈጠራል ፡ ከዚህ ፡ መኖሪያ ፡ ፈቃድ ፡ ይረቅ ፡
እንጂ ። ለሹመት ፡ በሚበቀ ፡ ገንዘብ ፡ እግዚአ
ብሔር ፡ ከወደደ ፡ እርሱ ፡ ብቻ ፡ የሚሾመውን ፡
ያውቃል ። መናኝ ፡ በፍጹም ፡ ልቡ ፡ ከወላጆቹ ፡
ከዘመዶቹ ፡ ከሕዝባውያን ፡ ወገን ፡ ከወገኖቹ ፡
መለዩት ፡ ይገባዋል ፡ ሙት ፡ ከደኅንኞቹ ፡ እንደ
ሚለዩ ።

፫፻፹፮

በመነኮሱ ፡ ያንጊዜ ፡ ወደዝምድና ፡ ይመለሱ ፡
ነገር ፡ ግን ፡ የአባትነት ፡ መካርግ ፡ እይኑራ
ቸው ፡ የወንድምነት ፡ መካርግ ፡ ይነሩቸው ፡
እንጂ ። መጀመሪያው ፡ በእውነት ፡ የሁሉም ፡
አባታቸው ፡ የሁሉ ፡ አባት ፡ እግዚአብሔር ፡
ነውና ። ሁለተኛውም ፡ ከእግዚአብሔር ፡ በታች
በዚህች ፡ ትሩፋት ፡ ላይ ፡ ያለው ፡ መንፈሳዊው ፡
አስተዳዳሪ ፡ ነው ። በሥጋ ፡ ቅርቦች ፡ ለሆኑት ፡
ዘመዶቹ ፡ ግን ፡ በሚያሰብላቸው ፡ ገንዘብ ፡
ንጹሕ ፡ እምልቡትን ፡ ከእግዚአብሔር ፡ ዘንድ ፡
ይለምንላቸው ፡ ወይም ፡ ሥራቸውን ፡ ይመር

ምግባራቲሆሙ : ወእይኅድጎሙ : በገዘኑ :
 ከመ : እያብእ : መስሕት : ውስተ : ልቦሙ :
 ወውስተ : ሕሊናሆሙ : እኪተ : ወሐልዮ :
 ዝንቱ : ዓለም : እንተ : ርኅቅነ : እምኔሁ :
 ወንከውን : ከመ : ጣዖታት : ዘላዕሌሆሙ : እር
 አያ : ምንኩስና : ወእልቦ : ውስቴቶሙ : ነፍስ :
 ዘትገብር : ትሩፋተ : ምንኩስና =

፫፻፹፯ ወእግዚእነሂ : እያብሐ : ለዘፈቀደ : ይኩን :
 ሎቱ : ረድኦ : ከመ : ይሥራዕ : ሰብእ : ቤቱ :
 ወከመ : ይቅብር : ለአቡሁ : ወእከመ : ይነ
 ጽር : ኅበ : ድኅሬሁ = ለእለሰ : ይበውኡ :
 ውስተ : ዛቱ : ስታፈ : እይከውን : ለጅዱሂ :
 እምኔሆሙ : ግብር : ዘዚእሁ : ወእለርእሱ :
 እንተ : መጠዎ : ለእግዚእብሔር : ወተሉ :
 ግብር : ዘሎሙ : ነዋ : ኮነ : ሕሩመ : ለእግዚእ
 ብሔር : ወእልቦቱ : ለጅዱ : እምኔሆሙ : ሥል
 ጣን : ላዕለ : ምንትኒ : ይግበር : እምኔሁ :
 ግብር : ለዓለማውያን : ወእለቅሩባኒሁ :
 ሥጋውያን : ወእለርእሱ : እሳ : ለእኅዋሁ :
 መነኩሳት : ዘኮነ : ጅዱ : ዖታ = ወስእክልተኒ :
 አልቦሙ : ሥልጣን : ላዕለ : ርእሶሙ : ከመ :
 ይትፈለጡ : እማእስረ : ተእኅዎት : መንፈሳ
 ዊት : በከመ : እይትከሀል : ተፈልጦተ : ተላ
 ጽቆተ : አባል : ጠባይዓዊ : ወተፈልጦተ : ተዋ
 ስቦ : ዘእንበለ : በሞት =

፫፻፹፰ ወለእመቦ : ዘያብል : እስመ : አኅው : እኩ
 ያን : እሙንቱ : ንብሎ : እኩ : ነሎሙ : ወሐዋ
 ርያትኒ : እተፈልጡ : እምተጋብሎቶሙ : በእ
 ንተ : እከዩ : ለይሁዳ : ወእክህለ : ጥውየቱ :
 ከመ : ይማዕ : ርትዓተ : ልዡ : ለጅዱ : እምኔ
 ሆሙ : ከመ : እይፈጽም : ተአዝዞቶ : ለክርስ
 ቶስ = ወተፀምዶስ : እማናዊ : ከመ : ተአኅዝ :
 ቅድመ : ንጸሬከ : ወምስማዐከ : ከመ : እያ
 ብእ : ኅበ : ነፍሰከ : ዘያማስና : ወእምዝ : ሐል
 ዮተከ : ወልሳነከ : ከመ : እይዓእ : እምኔሆሙ :
 ዘያረኩሳ =

፫፻፹፱ ወይደልወነ : ከመ : ንኅረይ : እመባልዕት :
 ወእልባሳት : ዘየእክል : ወይሜኒ : ወንዘከር :
 ቃለ : ዘይቤ : “እነ : እመልእ : ሰማየ : ወም
 ድረ : ይቤ : እግዚእብሔር : ወእነ : እምላክ :
 ቅሩብ : ወዘእኮንኩ : ርኅቀ” = ወካዕበ : ይቤ :
 “ኅበ : ሀለዉ : ጅቱ : ወጅቱ : በሰምየ : ጉቡአን :

ምር = ወይልባቸው : ሰሕተት : ወደ : ሕሊና
 ቸው : ክፋት : እኛ : ክርሱ : የራቅነው : የዚዛ :
 ዓለም : እሳብም : እንዳይገባ : እይተዋቸው =
 የምንኩስና : መልክ : እንዳላቸው : ጣዖታት :
 እንሆናለን : የምንኩስናን : ትሩፋት : የምት
 ሠራ : ነፍስ : የሰቻቸውም =

፫፻፹፺ ጌታችንም : ደቀ : መዝሙሩ : ሊሆነው : የወደ
 ደውን : ቤተ : ሰቡን : ይሰናበት : ዘንድ : አባ
 ተንም : ደቀብር : ዘንድ : ወደኋላውም : ይመ
 ለስ : ዘንድ : አላሰናበተውም = (ማቴ : ፳ : ፳፩-
 ፳፪) ወይዚዛች : አንድነት : ከሚገቡ : ሰዎች :
 አንዱስ : እንኳ : የተለየ : ሥራ : መሥራት :
 አይገባውም : ለእግዚእብሔር : የሰጠውን :
 የራሱንም : ቢሆን : ሥራቸው : ሁሉ : እነሆ :
 ለእግዚእብሔር : የተለየ : ሆነ : ከእነርሱ :
 ወገን : ለእንዱ : ከራሱ : እንቅቶ : ለዓለማው
 ያን : ለሥጋውያን : ዘመዶቹ : ለራሱም :
 ይሠራ : ዘንድ : ሥልጣን : የለውም : ለወንድ
 ሞቹ : መነኩሳት : ከእነርሱ : ጋር : አንድ : ወገ
 ን : የሆነ : ነው : እንጂ = ከመንፈሳዊ : ወንድም
 አንድነት : ይለዩ : ዘንድ : በራሳቸው : ላይ :
 ለእነዚዘም : ሥልጣን : የላቸውም : የተፈጥሮ :
 አካል : አንድነትን : መለየት : እንደማይቻል :
 ከሞት : በቀር : ጋብቻንም : መለየት : እንደማ
 ይቻል =

፫፻፹፮ ወንድሞች : እኮ : ክፋዎች : ናቸው : የሚል :
 ሰው : ቢኖር : መላው : እይደሉም : እንሰዋለን :
 ሐዋርያትም : ስለይሁዳ : ክፋት : ከመስብሰብ :
 አልተለዩም : ጥሙቱ : ከእነርሱ : ወገን : የእን
 ዱን : ልብ : ቅንነት : ሲያቸንፈው : አልቻሉም :
 የክርስቶስን : ትእዛዝ : እንዳይፈጽም : እውነ
 ተኛ : ምናኔስ : ከማየት : ከመስማት : እስቀ
 ድሞ : መክልከል : ነው : የሚጎዳህን : ወደ
 ሰውነትዛ : እንዳያገቡ : ከነዚህም : ቀጥሎ :
 እንደበትህንና : ሐሳብህን : መወስን : ነው :
 ከእነርሱም : የሚያረክስ : እንዳይወጣ =

፫፻፹፱ ከምግብና : ከልብስ : ወገን : የሚበቃውንና :
 የሚያስፈልገውን : መውሰድ : ይገባናል :
 «እግዚእብሔር : እኔ : ሰማይንና : ምድርን :
 እመሳሰሁ : እኔ ሩቅ ያይደለሁ : ቅርብ : እም
 ላከ : ነኝ =» (ኤር : ፳፫ : ፳፫-፳፬) = ያሰውን :
 ቃል : እናሰብ : ዳግመኛም : «ሁሉቱ : ሦስቱ :

እንቀጽ ፡ ፲ =

ሰለ ፡ መነኩሳት

እነ ፡ እሄሱ ፡ ሆኖ ፡ ማእከሉም። ፡ ወይደል
ወነ ፡ ከመ ፡ ንፈጽም ፡ ከሱ ፡ ግብረ ፡ ከመ ፡
እግዚአብሔር ፡ ይፈለገን ፡ ውስተ ፡ ከሱ ፡ ግብር ፡
ወከመዝ ፡ ትኩን ፡ ውስተትነ ፡ ፍርሃቱ ፡ ወንፈ
ጽም ፡ ፈቃዳቲሁ ፡ ወኢንግበር ፡ ትእዛዞ ፡ ለእ
ሥምርተ ፡ ሰብእ =

፫፻፺ ወሀልምተ ፡ ማኅበርሰ ፡ በበይናቲሆመ ፡ ረባኅ ፡
ውእቱ ፡ በብዙኅ ፡ ጾታ ፡ ስዳ ፡ እምነሃ ፡ እስመ ፡
ሰሰብእ ፡ ኢይትከሀሎ ፡ ይብቋዕ ፡ ባሕቲቱ ፡
ለመፍቅደ ፡ ሥጋሁ ፡ ወካዕበ ፡ እስመ ፡ ፍቅር ፡
መሢሐዊት ፡ ወትእዛዝ ፡ ሐዋርያዊት ፡ ትኤዝዝ
ከመ ፡ ይኩን ፡ ከሱ ፡ እምነሃ ፡ ዘየኅሥሥ ፡
ዘይቡቀዶ ፡ ለባሕቲቱ ፡ እላ ፡ በዘይረብኅ ፡ ለእ
ብያሊሁ =

፫፻፺፩ ወካዕበ ፡ እስመ ፡ ባሕታዊ ፡ ኢየላምር ፡ ሕጻጸ ፡
ርእሱ ፡ ወዕባሂ ፡ ተገበረ ፡ ለፈጽም ፡ እሐቲ ፡
ትእዛዝ ፡ ታመሥጦ ፡ ካልእት ፡ ምሳሌ = ወዕ
በኒ ፡ ሐወጸ ፡ ደወየ ፡ ምሥጦ ፡ ተወክርተ ፡
እንግዳ = ወእርኪ ፡ ይትከሀሎ ፡ ከመ ፡ ይትወ
ከፍ ፡ ሀብታተ ፡ መንፈስ ፡ ቅዱስ ፡ ወይእቲስ ፡
ፈድፋዶ ፡ ኢትትወሀዕ ፡ ዘእንበል ፡ ከመ ፡ ይት
ለእክ ፡ ባቲ ፡ ለካልኡ ፡ ወዕበኒ ፡ ነሥእ ፡ ትነ
ብር ፡ ኅብእተ ፡ በርእሱ ፡ ወእይረብኅ ፡ ባቲ ፡
ካልኡ ፡ ወውእቲኒ ፡ ኢይረብኅ ፡ እምካልኡ ፡
በውስተ ፡ ንባኤስ ፡ እስመ ፡ ከሱ ፡ ለለጅዱ ፡
ይብቀዶ ፡ ሀብተ ፡ ዜእሁ ፡ ወሀብተ ፡ ካልኡ =

፫፻፺፪ ወባሕታዊሰ ፡ ለእመ ፡ ኖመ ፡ ኢይረከብ ፡ ዘያነ
ቅሐ ፡ ወእይረከብ ፡ ዘይረከቦ ፡ በጉባኤ ፡ እም
ቃለ ፡ ተግግጽ ፡ በእንተ ፡ እጽንዖ ፡ ወተውላክ ፡
በወደቦተ ፡ እኃው ፡ ወይትሐዘብ ፡ ከመ ፡ ጠ
እቱ ፡ በጽሐ ፡ ኅበ ፡ ፍጽሜ ፡ ትፋፋት ፡ ወእ
መኒ ፡ ኮነ ፡ ሕጻጸ ፡ ወእቱ ፡ ወእይተከሀሎ ፡
ከመ ፡ ይፈጽም ፡ ገበረ ፡ ትሕትኖ ፡ ወእተራ
ኅርኖ ፡ በእንተ ፡ ዘእረከበ ፡ ዘይቱሐት ፡ ሎቱ ፡
እው ፡ ይትራኅራኅ ፡ ላዕሌሁ ፡ ወእፎ ፡ ይከውን ፡
ነዊኅ ፡ መንፈስ ፡ እንዘ ፡ አልዞ ፡ ኅበሁ ፡ ብእሲ
ዘይትቀረን ፡ ሥምረተ ፡ ዜእሁ =

፫፻፺፫ ወእመኒ ፡ ይቤ ፡ እሰመ ፡ መጽሐፍ ፡ ትብቀዶ ፡
ከመ ፡ ትምዕሮ ፡ አቅምተ ፡ ትፋፋት ፡ ለያእ

በሰሜ ፡ ተሰብስበው ፡ ካሉበት ፡ ዘንድ ፡ እኒ ፡
ከዚያ ፡ በመካከላቸው ፡ እኖራለሁ = እለ ፡
(ማቴ ፡ ፲፰ ፡ ፳) በሥራው ፡ ሁሉ ፡ እግዚአብ
ሔር ፡ እንደሚያየን ፡ አውቀን ፡ ሥራውን ፡
ሁሉ ፡ መፈጸም ፡ ይገባናል ፡ ርሱን ፡ መፍራታ
ችን ፡ በልባችን ፡ እንደዚህ ፡ ትሁን ፡ ፈቃዱ
ንም ፡ እንፈጽም ፡ ትእዛዙንም ፡ ሰውን ፡ ደስ ፡
ለማሰኘት ፡ እናድርግ =

፫፻፺፬ እርሰ ፡ በርሳቸው ፡ የማኅበሩ ፡ እናደርግ ፡ ግን ፡
በብዙ ፡ ወገን ፡ ይጠቅማል ፡ ከርሷ ፡ እንዱ ፡
ለብቻው ፡ የሚኖር ፡ ሰው ፡ ግን ፡ ሥጋውን ፡
ስመጥቀም ፡ አይችልምና ፡ ሁለተኛው ፡ የመ
ሲህ ፡ ፍቅር ፡ (ወንጌል) የሐዋርያት ፡ ትእዛዝ ፡
ከእኛ ፡ ወገን ፡ ሁሉም ፡ ለብቻው ፡ የሚጠቀም
በትን ፡ የሚሻ ፡ እንዳይዘዩን ፡ ታዝዛላች ፡ እኮ ፡
ወንድሞቹን ፡ በሚጠቅም ፡ ንገዛብ ፡ ነው ፡
እንጂ =

፫፻፺፭ ዳግመኛም ፡ ባሕታዊ ፡ የራሱን ፡ ሕዕቅ ፡ አያው
ቅም ፡ እኮ ፡ እንዲቱን ፡ ትእዛዝ ፡ ለመፈጸም ፡
በተዘጋጀ ፡ ጊዜ ፡ ስላይቱ ፡ ነገር ፡ ታመልጠዋ
ለች ፡ ሕመምተኛውን ፡ በኃበኘ ፡ ጊዜ ፡ እንግዳ ፡
መቀበሉ ፡ ያመልጠዋል ፡ የመንፈስ ፡ ቅዱስን ፡
ሀብት ፡ መቀበል ፡ እንዴት ፡ ይቻላል? ይዘች ፡
ግን ፡ ባልንጀራውን ፡ ለመርዳት ፡ እንደዚህ ፡
ነው ፡ እንጂ ፡ ፈጽሞ ፡ እትሰጠውም ፡ በተቀበ
ላትም ፡ ጊዜ ፡ በራሱ ፡ ተሞውራ ፡ ትኖራለች ፡
ባልንጀራውም ፡ አይጠቀምባትም ፡ እርሱም ፡
ከባልንጀራው ፡ አይጠቅምባትም ፡ ከማኅበሩ ፡
እንድንት ፡ ግን ፡ ሁሉ ፡ ለእያንዳንዱ ፡ የራሱ ፡
ሐብት ፡ የባልንጀራው ፡ ሐብት ፡ ይበቃዋልና ፡
ባሕታዊ ፡ ግን ፡ ቢተኛ ፡ የሚቀሰቅሰው ፡ እያገ
ኝም ፡ ከወንድሞች ፡ ምስጋና ፡ ተጨምርለት ፡
በትፋፋት ፡ ሆንቶ ፡ ለመኖር ፡ በጉባዔ ፡ ተመ
ክር ፡ የሚያገኘውን ፡ ዋጋ ፡ እያገኝም ፡ ምንም ፡
እርሱ ፡ ሕዕቅ ፡ ቢሆን ፡ ጠይ ፡ ትፋፋት ፡ ፍጹም
ነት ፡ እንደ ፡ ደረሰ ፡ ያሰባል ፡ እርሱ ፡ የሚራራ
ለት ፡ የሚቀረድለት ፡ በላላገኘ ፡ የርኅራኄና ፡
የትሕትና ፡ ሥራ ፡ ይፈጽም ፡ ዘንድ ፡ እያቻለ
ውም ፡ ፈቃዱን ፡ የሚቋቋምበት ፡ ሰው ፡ ከሌለ ፡
እንዴት ፡ ልዘ ፡ ሰራ ፡ ይሆናል? =

፫፻፺፮ ትፋፋት ፡ ለመሥራት ፡ ትሰተምረው ፡ ዘንድ ፡
መጽሐፍ ፡ ትጠቅመዋለች ፡ እኮ ፡ በሌላም ፡ ፈጽ

አንቀጽ : ፫ =

ስለ : መንኲሳት =

ምር : እስመ : ውእቱ : ይመስል : ከመ : ብእሲ :
ዘይሚህር : ጸሪበ : ወኢርእየ : ግብራ : በግብር :
ግሙራ ።

፫፻ ፲፬ ዘኒቅያ : ወለእመ : በላዕከ : ሥጋ : በደዌከ :
ዕቅፍተ : ይከውነከ ። ወባሕቱ : ኢይትኃለቀ :
ውስተ : ኃጢአት : እላ : ጎዝን : በእንተ : ዘኮነ :
ዝንቱ : ሕጻጽ : ለትሩፋቱከ ።

፫፻ ፲፭ ወሶበ : እገበረከ : በጊዜ : ደዌከ : ከመ : ትት
ሐፀብ : ውስተ : ቤተ : ብለኔ : ምዕረ : ወካዕበ :
ተሐፀብ : እመስ : ኮንከ : ጥዑየ : አንተ : ኢት
ፍቅድ : ተሐፀቦ : በቤተ : ብለኔ : ግሙራ ።

፫፻ ፲፮ ወኢትብኪ : ፈድፋደ : ዘየዐዱ : እምወስን :
ወኢትክላሕ : ፈድፋደ : ወዘምር : በመጠን :
ከመ : ኢይዘንግዑ : እኃው ።

፫፻ ፲፯ ወሶበ : ተፈልጠ : ነሱ : ለለ፩ዱ : ውስተ :
መካኑ : እምድሃረ : ፍጻሜ : ጸሎት : ዘይጹ
ልያ : ምሰለ : እኃው : ወተከህሎ : ከመ : ይፈ
ጽም : ትእዛዘ : ሐዋርያ : ዘይቤ : “ጸልዩ : ዘእ
ንበለ : ዕርዓት : ወእእኩቱ : በነሱ : ጊዜ” :
ለይግበር ።

፫፻ ፲፰ በደስ : ህወጽቱ : እመቦ : ዘፈቀደ : ፍጻሜ :
ይፀር : ነሱ : ሕማመ : እንተ : ትመጽእ : በእ
ንተ : እግዚእብሔር : ወይኩን : ድልወ : ለመ
ዊት : በነሱ : ጊዜ : እስመ : ኢይትጎደግ : ዘእ
ንበለ : ይትመክር : ዘየጎሥሥ : ፍጻሜ : በከመ :
ተመክረ : እግዚእን : በስዕዕት : ወትዕቢት :
ወፍቅረ : ንዋይ ። ወሶበ : ኢነቅሐ : ወኢተዘ
ከሮ : ለእግዚእብሔር : በነሱ : ጊዜ : ውእቱ :
ይወድቅ : ውስተ : እምልኮ : ጣዖት : እንተ :
ይእቲ : ትዕቢት ።

፫፻ ፲፱ ወሳብዕኒ : በእንተ : ግብር : እንተ : ትደሉ :
ከመ : ይትገሠጹ : በእንተእሃ ። ዘኒቅያ : ወለእ
መቦ : ዘኮነ : እምኢኃው : ዘየእቢ : እመብልዕ :
ዘማእደ : ማኅበር : ወረስዩ : ልማደ : ከመ : ያሰ
ተዳልወ : ሎሙ : ዘይፈቅዱ : ያጎድግዎሙ :
ዘንተ ። ወለእመ : አሰተዋደይዎሙ : ለሊቀ :
ምኔት : ወለመንኲሳት : በእንተ : መብልዕ :
ለይጎድጉ : ዘንተ : ግብረ ። ወእመስ : ኮነ :
ዝንቱ : በእንተ : ስዕዕት : ወፍትወት : ይት
ኩነኑ : በከመ : ይደልዎሙ ።

፬፻ ወለእመ : ተጋዘዙ : ፪ቱ : እኃው : በምንትኒ :
ግብር : ወዘበጠ : ፩ዱ : እምኔሆሙ : ለካልኡ :

ሞ : ሥራውን : በሥራ : ሳያይ : ጠራቢነትን :
እንደሚያስተምር : ሰው : እርሱ : ይመሰላልና :
ማወቅ : ይገባዋል ።

፫፻ ፲፱ ኒቅያ : በደዌህ : ጊዜ : ሥጋ : ብትበላ : መስ
ናክል : ይሆንብሃል : ነገር : ግን : ኃጢአት : ሁኖ
እይቆጠርም : ይህ : ለትሩፋትህ : መስናክል :
ስለሆነ : እዘን : እንጂ ።

፫፻ ፲፮ በታመምህ : ጊዜ : ፍል : ውሀ : ገብተህ : ትታ
ጠብ : ዘንድ : ባገበረህ : ጊዜ : እንድ : ጊዜና :
ሁለት : ጊዜ : ታጠብ : እንተ : ጤነኛ : ብትሆን
ግን : በፍል : ውሀ : ፈጽሞ : መታጠብን : አት
ውደድ ።

፫፻ ፲፯ ክልከ : ያለፈ : ልቅሶ : እታልቅሱ : ፈጽሞ :
አትጨኸ : ወንድሞች : እንዳይዘነጉ : በመ
ጠን : አመስግን ።

፫፻ ፲፰ ሁሉ : ለእያንዳንዱ : ከወንድሞች : ጋር : የሚጸ
ልዩት : ከተጨረሱ : በኋላ : ከቦታው : ቢለይ :
ሐዋርያው : ጳውሎስ : “ሳታቋርጡ : ጸልዩ :
በጊዜያቱም : ሁሉ : እመስግኑ” ያለውን : ትእ
ዛዝ : መፈጸም : ቢቻለው : ይጸልይ ። (፩ : ተስ
፩ : ፲፯ - ፲፰) ።

፫፻ ፲፰ በደስ : ህወጽ : ፍጻሜንትን : የሚወድ : ቢኖር :
ስለእግዚእብሔር : የምት መጣውን : መከራ :
ሁሉ : ይቀበል ። በጊዜው : ሁሉ : ለመሞት :
ዝግጁ : ይሁን : ጌታችን : በስዕት : በትዕቢት :
በፍቅረ : ንዋይ : እንደተፈተነ : ፍጻሜንትን :
የሚሻ : ሳይፈተን : እይቀርምና : በጊዜው :
ሁሉ : ባይነቃ : እግዚእብሔርንም : ባያስበው :
በጣዖት : እምልኮ : እርሱ : ይወድቃል : ይህች
ውም : ትዕቢት : ናት ።

፫፻ ፲፱ ሰባተኛውም : በርሷ : ይመከሩ : ዘንድ : ስለም
ትገባው : ሥራ : ይናገራል ። ኒቅያ : ከወንድ
ሞች : ወገን : ማኅበሩ : የሚመገቡትን : ምግብ :
እልበላም : የሚል : ቢኖር : የፈለጉትን : ያዘጋ
ጃላቸው : ዘንድ : ልማድ : ቢያደርጉላቸው :
ይህን : ያስተዋቸው ። ስለምግብ : እበ : ምኔቱ
ንና : መንኲሳቱን : ቢከፃቸው : ይህን : ሥራ :
ይተወ : ይህ : ስለ : ስዕት : ስለ : መጓጓት :
ቢሆን : ግን : እንደሚገባቸው : ይቀጡ ።

፬፻ በማናቸውም : ሥራ : ፪ : ወንድማማቾች :
ቢጣሉ : ከእነርሱ : አንዱ : ሁለተኛውን : ቢመ

ውጎደገ ፡ ዘተዘብጠ ፡ አበሳሁ ፡ ለያእምር ፡ ጎዳጊ ፡ ጽድቆ ፡ ወይኩን ፡ ዘባጠሁ ፡ ውጉዘ ፡ አስከ፡ ግ ፡ ዕለት ። ወእመሰ ፡ ፈደዮ ፡ ለካልኡ ፡ ድጎረ ፡ ወዘበጦ ፡ ይትወገዝ ፡ ውእኩኒ ፡ ከማሁ ።

፪፻፩ ወተሉ ፡ እምአጋው ፡ ዘሰፍሐ ፡ እዴሁ ፡ ላዕለ ፡ ሊቀ፡ ምኒት ፡ ለዘቢጥ ፡ ይዝብጥዎ ፡ ግ ፡ ዝብጠተ፡ ወይሰደድ ፡ ጎበ ፡ ካልእ ፡ ምኒት ፡ ወይጹም ፡ ውስቴቱ ፡ ወይንጸሕ ፡ በንስሓ ፡ ዓመተ ፡ ፍጹመ ፡ ወእይደመር ፡ ወእምድጎረ ፡ ፍጹሜ ፡ ዓመት ፡ ይትመዮዋ ፡ ጎበ ፡ ምኒቱ ። ወእመኒ ፡ ኮነ ፡ እምአእፍጎ ፡ ምኒት ፡ ቀዳማውያን ፡ ለትት ጉለቀ ፡ መዓርጉ ፡ ጎበ ፡ ዘይቴሐት ፡ መዓርግ ፡ ዘውስተ ፡ ምኒት ።

፪፻፪ ወተሉ ፡ እኑ ፡ ዘየሐምዮ ፡ ለቢጹ ፡ እው ፡ ዘየሰ ተዋደዮ ፡ ይጻእ ፡ እምኒት ፡ ወኢይጎድር ፡ ውስ ቴቱ ፡ ሶበ ፡ ተዐውቀ ፡ ቦቱ ፡ ዝንቱ ፡ ነገር ።

፪፻፫ ወከማሁ ፡ ዘየሐምም ፡ ላዕለ ፡ መነኩሳት ፡ ወዘ ይወዲ ፡ ህከከ ፡ ማእከሌሆሙ ፡ ወዘሂ ፡ ኢይሰ ምዕ ፡ ወኢይትኤዘዝ ፡ ወዘይትህከይ ፡ እምግብር በዕብሬቱ ፡ በጊዜ ፡ ተገብሮ ፡ በፈቃደ ፡ ርእሱ ፡ ወዘያጠፍእ ፡ መብልዐ ፡ አጋው ፡ ወተሉ ፡ እኑ ፡ ዘይትረከብ ፡ በሰካር ፡ ይጎድጉ ፡ ሎቱ ፡ ምዕረ ፡ ወካዕበ ፡ ወግልሰ ። ወእመሰ ፡ ኢተመይጠ ፡ ይኩንንዎ ፡ በእንተ ፡ አበሳሁ ፡ ወኢይደሉ ፡ እዝልፍ ፡ ሰትዮ ፡ ወይን ፡ ግሙራ ።

፪፻፬ ወተሉ ፡ እኑ ፡ ጥዑዮ ፡ ሥጋ ፡ ዘኢይትጌበር ፡ ይብላዕ ፡ በባሕቲቱ ፡ ንስቲቲ ፡ እመብልዕ ፡ እምካልእኒሁ ። ወከማሁ ፡ ለእመ ፡ ኮነ ፡ ዘያበ ዝጎ ፡ ነዊመ ፡ በጊዜ ፡ ጸሎት ። ወተሉ ፡ እኑ ፡ ዘይትዐቀፍ ፡ በግብረ ፡ ዝሙት ፡ ይትጎደግ ፡ ሎቱ ፡ ምዕረ ። ወይጹም ፡ ግ ፡ ዕለተ ፡ እንዘ ፡ ውጉዝ ፡ ውእቱ ፡ በተሐርሞ ፡ ወንጽሕ ፡ ዓመተ ፡ ፍጹመ ።

፪፻፭ ወለአመ ፡ ወዕለ ፡ እኑ ፡ እምኒቱ ፡ መኒኖ ፡ ሕገ ፡ ምንነሱናሁ ፡ ወሐረ ፡ ጎበ ፡ ህገር ፡ ወብሐር ፡ ከመ ፡ ይንበር ፡ ህዩ ። ይኩን ፡ በመዓርገ ፡ ሕዝ ባውያን ፡ እለ ፡ ህለዉ ፡ ውስቴታ ፡ ወኢይደልዎ ሎቱ ፡ ከመ ፡ ይትመሰል ፡ በመነኩሳት ፡ ዘአን በለ ፡ እምሳለ ፡ ሕዝባውያን ፡ ለእመ ፡ ውእቱ ፡ ኢይከል ፡ ላዕለ ፡ ተጸውኖተ ፡ እርእዮ ፡ ምንነተ ስናሁ ፡ ይከውን ፡ ሐሜት ፡ ጎበ ፡ ኩሎሙ ፡

ታው ፡ የተመታው ፡ በደሉን ፡ ቢተው ፡ የተ ወው ፡ ክብሩን ፡ ይወቅ ፡ የተማታው ፡ እስከ ፡ እርባ ፡ ቀን ፡ የተለየ ፡ ይሁን ። ከመታው ፡ በኋላ ፡ ባልንጀራውን ፡ መልሶ ፡ ቢመታው ፡ ግን ፡ እርሱም ፡ እንደርሱ ፡ ይለይ ።

፪፻፩ ከወንድሞች ፡ ወገን ፡ ለመማታት ፡ በአበ ፡ ም ኔቱ ፡ ላይ ፡ እጁን ፡ የዘረጋ ፡ ሁሉ ፡ እርባ ፡ ግር ፋት ፡ ይግረፋት ፡ ወደሌላ ፡ ገዳምም ፡ ይሰደድ ፡ በውስጡም ፡ ይጹም ፡ ዓመተን ፡ ፈጽሞ ፡ በንስ ሓ ፡ ይንጸ ፡ እይጎናኝ ፡ ዓመቱ ፡ ከተፈጸመ ፡ በኋላ ፡ ወደገዳሙ ፡ ይመለስ ። ከገዳሙ ፡ ታላ ላቅ ፡ ሽማግሌዎች ፡ ወገንም ፡ ቢሆን ፡ መዓ ርጉ ፡ በገዳሙ ፡ ካለው ፡ መዓርግ ፡ ከዝቅተኛው ፡ ይቆጠር ።

፪፻፪ ባልንጀራውን ፡ የሚያማ ፡ ወይም ፡ የሚከሰው ፡ ወንድም ፡ ሁሉ ፡ ከገዳሙ ፡ ይውጣ ፡ ይህ ፡ ነገር ፡ በታወቀ ፡ ጊዜ ፡ ከገዳሙ ፡ አይደር ።

፪፻፫ እንደዚሁም ፡ በመነኩሳቱ ፡ ላይ ፡ ከፋ ፡ የሚያ ደርግ ፡ በመካከላቸውም ፡ ጠብን ፡ የሚያነግ ፡ የማይሰማ ፡ የማይታዘዝ ፡ በራሱ ፡ ፈቃድ ፡ በሥራ ፡ ጊዜ ፡ በሰሞኑ ፡ ሥራውን ፡ ችላ ፡ የሚል ፡ የወንድሞችን ፡ ምግብ ፡ የሚያባከን ፡ ሰከሮ ፡ የሚገኝ ፡ ወንድም ፡ ሁሉ ፡ እንድ ፡ ጊዜ ፡ ሁለት ፡ ጊዜ ፡ ሦስት ፡ ጊዜ ፡ ይተውት ፡ ባይመ ለሰ ፡ ግን ፡ ስለ ፡ በደሉ ፡ ይቅጡት ፡ ወይን ፡ መጠጣትን ፡ ማዘውተር ፡ ፈጽሞ ፡ እይጎባ ውም ።

፪፻፬ የሥጋ ፡ ጤነኛ ፡ የሆነ ፡ የማይሠራ ፡ ወንድም ፡ ሁሉ ፡ ከወንድሞቹ ፡ ተለይቶ ፡ ከመብል ፡ ወገን ፡ ብቻውን ፡ ጥቂት ፡ ይብላ ፡ በጸሎት ፡ ጊዜ ፡ እንቅልፍ ፡ የሚያበዛም ፡ ቢሆን ፡ እንደ ዚሁ ፡ ነው ፡ በዝሙት ፡ ሥራ ፡ የሚሰነካከል ፡ ወንድም ፡ ሁሉ ፡ እንድ ፡ ጊዜ ፡ ይቀርሰታል ፡ ዓመት ፡ ሙሉ ፡ በንስሓና ፡ በንጽሕና ፡ የተለየ ፡ ሁኖ ፡ እርባ ፡ ቀን ፡ ይጹም ።

፪፻፭ መነኩሴ ፡ የምንነሱናውን ፡ ሕግ ፡ ንቆ ፡ ከገ ዳሙ ፡ ቢወጣ ፡ በዚያ ፡ ይኖር ፡ ዘንድ ፡ ወደከ ተማና ፡ ወደገጠርም ፡ ቢሄድ ፡ በዚያች ፡ ውስጥ ፡ ባሉት ፡ በሕዝባውያን ፡ መዓርግ ፡ ይነር ፡ በሕ ዝባውያን ፡ እምሳላ ፡ እንጂ ፡ መነኩሳቱን ፡ ይመሰል ፡ ዘንድ ፡ አይገባውም ። አርሱ ፡ የምን ኩሱናውን ፡ እርእዮ ፡ መከተል ፡ ባይችል ፡ በመ ነኩሳቱ ፡ ሁሉ ፡ ሐሜት ፡ ይሆናል ፡ ከፋ ፡ ሰም

አንቀጽ : ፲ ።

ሰለ : መንኰሳት ።

መንኰሳት : ወይራሲ : ሎሙ : ስመ : እኩዩ :
ወዝንቱ : አንቀጽ : ዘእንበለ : ግዘት ።

፱፻፮

ዘስ : ሳዕደቱ : ወዘይነብር : እምፅሙዳን : ምስለ
ብእሲት : ወይብል : ዝንቱስ : ግብር : እያዴ
ሶረኒ : ይትረሰጡ : ጄሆሙ ። አው : ይኩኑ :
ውጉዛነ : እስመ : መጽሐፍ : ይቤ : “መኑ :
ውእቱ : ዘየዐቀር : እሳተ : ውስተ : ሕፅኑ :
ወእይውዒ” : መጽሐፍት : ቅዱሳት : ይሚህ
ራነ : ከመ : ንትጉንሥ : እምተሪብ : አንስት :
ረድፋይ : ወእምተናግሮቶን : ከማሁ : ተዓተቡ :
ጥቶ ።

፱፻፯

ሳምን : በእንተ : መንኰሳይያት : ወመበለታት :
ፅሙዳት ። ረስጣ : ፲ወኔቱ : ይቤ : ጴጥሮስ :
“ለይሠይማ : ሠላስ : መበለታት : ወጂቲ : እም
ኔሆን : ይፀመዳ : ለጸሎት : በእንተ : ኩሎሙ :
እለ : ሀለዉ : ውስተ : መክራ : ወይፈቅዱ :
ከመ : ይትከሠት : ሎሙ : ዘይከውን” ። ወሣ
ልሲትኒ : ትንብር : ኅበ : አንስት : አለ : ይመ
ጽእ : ወይረውዓ : ኅበ : ድወያን : ከመ : ይትለ
አካ : ሠናዩ : ወይንቅሐ : ወያጠይቃ : ስቀሳው
ስት : ዘይከውን ። ወእትኩን : መፍቀራተ :
ረባኅ : ወእትስክር : ከመ : እይትህከደ : ለመ
ልእክተ : ሌሊት ።

፱፻፰

ዘጃወኔቱ : ወሶበ : ተሠይመት : መበለት : ፅቤር :
እይቅብእዋ : አላ : ይሣምዋ : በስም : ባሕ
ቲቱ : ወለእመ : ኮነ : ምታ : ዘሞተ : እምዘ
መን : ብዙኅ : ለትሠየም ። ወለእመስ : ኮነ :
ዘሞተ : በቅሩብ : አይእመንዋ : ዳእሙ : እመ
በጽሐት : ኅበ : ርሰእና : ለትመክር : ሸደ :
ዘመነ ። ወይሣምዋ : በቃል : ባሕቲቱ : ወያቅ
ንትዋ : ምስለ : እለ : ተርፋ : ፅቤራት ። ወእያን
ብሩ : ላዕሌሃ : እደ : እስመ : ይእቲ : እታዐርግ :
ቀርባነ : ወአልባቲ : መልእክት : እስመ : ፅት
በትስ : ይከውን : ውስተ : ሥዩም : በእንተ :
መልእክት ። ወለሶቤርስ : በእንተ : ጸሎት :
ወዝንቱ : ኩሎ : ለለጃዱ ።

፱፻፱

ጃወኔቱ : ወእይንብሩ : እደ : ላዕለ : ርእሰ : ድን
ግል : አላ : ሕሊናሃ : ለባሕቲታ : እንተ : ትሬ
ስያ : ድንግለ ።

፱፻፲

ድስቅ : ፲ወፀቱ : ወትሠየም : መበለት : ዘኮነ :
መዋዕሊሃ : ፳ : ዓመት : ከመ : ይኩን : ላቲ :
ጽንሶ : ከመ : እትትወስብ : ዳግመ : ወታመ

ስምም : ያወጣላቸዋል : ይህ : ያልተወገዘበት :
አንቀጽ : ነው ።

፱፻፺

በስ : ሳዕጀ : ከመንኰሳት : ወገን : ከሴት : ጋር :
የሚኖር : ይህ : ሥራ : ድል : አይነሣኝም :
የሚል : ሁለተም : ይለያዩ : ወይም : የተለዩ :
ይሁኑ ። “መጽሐፍ : በጭኑ : እሳት : ቋጥሮ :
የማይቃጠል : ማነው ? ብሏልና” (ምሳ : ፮ : ፳፮)
ቅዱሳት : መጽሐፍትም : ፈጽሞ : ሴትን : ከመ
ቅረብና : ከመነጋገር : እንርቅ : ዘንድ : ያስተ
ምሩናል : (፩ቆሮ : ፯ : ፩) ። እንደዚሁ : ፈጽማ
ችሁ : ተጠንቀቁ ።

፱፻፺

ስምንተኛው : ስለሴቶች : መንኰሳትና : ፍጹ
ማን : ስለሆኑ : ባልቱቶች : ይናገራል ። ረስጣ :
፲፮ ። ጴጥሮስ : እንዲህ : እለ : ሦስት : መንኰ
ሳይያት : ይሾሙ : ከእነርሱም : ሁለቱ : በመከራ :
ውስጥ : ስላሉ : ስዎችና : የሚሆነውም : ይገለጽ
ላቸው : ዘንድ : ስለሚወዱ : ስዎች : ሁሉ :
ለጸሎት : ይትጉ ። ሦስተኛዎም : የታመሙትን :
ከሚረዱና : ከሚጠይቁ : ሴቶች : ዘንድ :
ትኑር : በኅ : አገልግሎትን : ያገለግሉ : ዘንድ :
የነቱ : ይሁኑ : የሚሆነውንም : ለቀሳውስት :
ያስረዱ : እርሷ : ጥቅምን : ፈላጊ : አትሁን :
ለሌሊቱ : አገልግሎት : እንዳይሰንፉ : እርሷ :
አትስክር ።

፱፻፺

ጳጳጅ : ባልቱቲቱ : መንኰሳት : ብትሾም : በቅብ
ዓት : አይሾሟት ። በስም : ብቻ : ይሾሟት :
እንጂ : ባሏ : ከሞተ : ብዙ : ዘመን : ቢሆን :
ትሾም : ባሏ : ከሞተ : ጥቲት : ዘመን : ቢሆን :
ግን : እምነው : አይሾሟት : ወደ : እርጅና :
የደረሰች : እንደሆነች : እንድ : ዓመት : ትሬ
ተን : እንጂ : በቃል : ብቻ : ይሾሟት : ከተ
ሩት : ባልቱቶች : ጋር : እንድትረዳ : ያድርጓት
እጅ : አይጫኑባት : ይህች : መሥዋዕት : እት
ሠዋምና : ሥልጣንም : የላትምና : ማግተብስ :
ሥልጣን : ላላቸው : ሹማምት : ነውና : ለባል
ቱቲቱ : ግን : በጸሎት : ይሁን : ይህ : ሁሉ :
ለእያንዳንዱ : ነው ።

፱፻፺

ጳጳጅ : በድንግሊቱ : ራስ : ላይ : እጅ : አይጫኑ :
ድንግል : የምታደርጓት : አሳባ : ብቻ : ናት :
እንጂ ።

፱፻፺

ድስቅ : ፲፬ : ፅድሚዋ : ፳ : ዓመት : የሆኑት :
መንኰሳት : ትሾም : ኃይል : ይሆንላት : ዘንድ :
ዳግመኛም : እንዳታገባ : በመንኰሳቱም :

አንተጽ ፡ ፻ ።

ሰለ ፡ ጭንቆሳት ።

ጽእ ፡ ጎሣረ ፡ ላዕለ ፡ ክብረ ፡ መበለታት ። በእንተ ፡ ዝንቱ ፡ ኢይደሉ ፡ ለወራዛዊት ፡ ከመ ፡ ትትሀወክ ፡ ዳእመ ፡ ከመ ፡ ትጽናዕ ፡ ሠናዩ ። ወከዋዮታሂ ፡ ከመ ፡ ኢትብዓሶ ፡ ሠናይ ፡ ሳተ ፡ እምዘትበዕዕ ፡ ወኢትፊጽም ፡ ብዕዕታ ። ወኢይጽሐፍዋ ፡ ለወራዛዊት ፡ መበለት ፡ ውስተ ፡ መዓርግ ፡ ዕቤራት ፡ መበለታት ፡ ከመ ፡ ኢትትመዋዕ ፡ እምድካመ ፡ ጠባይዓሃ ፡ በእንተ ፡ ናእሰ ፡ ዘመና ፡ ወኢትትወሰብ ፡ ዳግመ ፡ ወኢትኩን ፡ ሰላቀ ፡ ለሰይጣን ።

፳፻፲፩

በደሰ ፡ ሕቱ ፡ ወክብረ ፡ መበለታትሰ ፡ በፍድፋዴ ፡ ጸሎት ፡ ወተልእኮተ ፡ ድወያን ፡ ወአብዝኖተ ፡ ጸም ። በሰ ፡ ግዕዝቱ ፡ ወይደሉ ፡ ከመ ፡ ይኩና ፡ ደናግል ፡ ውስተ ፡ መዓርግ ፡ ቀዳማዊ ፡ ወመበለታት ፡ ውስተ ፡ መዓርግ ፡ ዳግማዊ ።

፳፻፲፪

ወለእመ ፡ ኮነት ፡ አሐቲ ፡ ብእሲት ፡ ዘሞተ ፡ ምታ ፡ ትንበር ፡ ምሰለ ፡ ዕቤራት ፡ ወሰበ ፡ ኢፈቀደት ፡ ይእቲ ፡ ትንበር ፡ ምሰሌሆን ፡ ወትትወሰብ ፡ ለካልእ ፡ ብእሲ ፡ እምድጎረ ፡ ዝንቱ ፡ ይከውና ፡ ላቲ ፡ ኃጢአተ ፡ ወኮነኔ ፡ በበያ ።

፳፻፲፫

ወይደልዎን ፡ ለዕቤራት ፡ ከመ ፡ ኢያብዝኃ ፡ ሰሐቀ ፡ ወኢይንበራ ፡ ውስተ ፡ መካን ፡ ዘሀሎ ፡ ባቲ ፡ ተባዕት ፡ ዘእንበለ ፡ እኑሆን ፡ ወእቡሆን ፡ ወውሎዶን ። ወኢይደሉ ፡ ለዕቤራት ፡ ወለደናግል ፡ የሐልያ ፡ ለፍትወተ ፡ ሥጋሆን ፡ ወይደልዎን ፡ ከመ ፡ ይጸማ ፡ ኩሎ ፡ ዕለተ ፡ በዘይከላ ፡ እጥፍእ ፡ ነደ ፡ ትፍግዕታት ፡ ወይከሀላ ፡ ተጸብእ ፡ ለዕድዋኒሆን ፡ ወይደልዎን ፡ ለደናግል ፡ ከመ ፡ ይትዓቀባ ፡ ፈድፋደ ።

፳፻፲፬

ወኢይደሉ ፡ ከመ ፡ ትሐር ፡ እሐቲ ፡ ባሕተታ ፡ ድጎረ ፡ በጽሐት ፡ ለዓቅመ ፡ ተወሰዕ ። ወኢይደሉ ፡ ለድንግል ፡ ከመ ፡ ታስተርኢ ፡ ግሙራ ፡ ለሰብእ ፡ እምድጎረ ፡ ዕርበተ ፡ ፀሐይ ፡ ወኢትሰተይ ፡ ወይን ፡ ግሙራ ፡ ዘእንበለ ፡ ትኩን ፡ ሕምምተ ፡ በብዙጎ ፡ ገድል ፡ ወኢታግዝፍ ፡ ሥጋሃ ፡ ፈድፋደ ፡ ዘይበዝጎ ፡ እምወሰን ። ወመብልዕሰ ፡ ንዋየ ፡ ሐቅሎ ፡ ለትፍግዕት ፡ ይእቲ ። ወብሕትውናሰ ፡ ጥንተ ፡ ማእሰራ ፡ ይእቲ ፡ ለንጽሕና ።

፳፻፲፭

እለሰ ፡ የበሐዳ ፡ እመካን ፡ ውስተ ፡ መካን ፡ ኢይድጎና ፡ እምንጸራ ፡ ዓይን ፡ እው ፡ እምሰሚዕ ፡ ዕዝን ፡ እው ፡ እምሐሜተ ፡ ልላን ፡ እለ ፡

ክብር ፡ ላይ ፡ ውርድትን ፡ ታመባለኹ ። ሰለዚህ ፡ ወባቲቱ ፡ መታወክ ፡ እይገባትም ፡ በበን ፡ ምግባር ፡ ትጽና ፡ እንጂ ፡ አኳኋኋም ፡ ለዕለቷን ፡ ክተሳለኹ ፡ በኋላ ፡ ብዕዓቷን ፡ እንዳታፈርሰ ፡ ነው ፡ ወባቲቱን ፡ መንኮሲት ፡ በባልቲቶቹ ፡ መንኮሳይያት ፡ መዓርግ ፡ አይጸፋት ፡ ዘመኗ ፡ ሰላንሰ ፡ በሰውነቷ ፡ ይካማነት ፡ ድል ፡ እንዳትነግ ፡ ዳግመኛም ፡ እንዳታገባ ፡ የሰይጣንም ፡ መዘባበቻ ፡ እንዳትሆን ።

፳፻፲፩

በደሰ ፡ ሕቱ ፡ የመንኮሳይያቱ ፡ ክብር ፡ ግን ፡ ጸሎትን ፡ በማገዛት ፡ ድሆችን ፡ በማገልገል ፡ ጸምን ፡ በማብዛት ፡ ነው ። በሰ ፡ ግዕዝ ፡ ደናግል ፡ በመጀመሪያው ፡ መዓርግ ፡ መሆን ፡ ይገባቸዋል ፡ ባልቲቶችም ፡ በሁለተኛው ፡ መዓርግ ፡ ይሁኑ ።

፳፻፲፪

ባላ ፡ የሞተባት ፡ እንዲት ፡ ሴት ፡ ብትኖር ፡ ከባልቲቶቹ ፡ ጋር ፡ ትኑር ፡ ከእነርሱ ፡ ጋር ፡ ልትኖር ፡ ባትወድ ፡ ሌላ ፡ ባል ፡ ታግባ ፡ ከዚህ ፡ በኋላ ፡ ታላቅ ፡ ኃጢአትና ፡ ቅጣት ፡ ይገኛል ።

፳፻፲፫

ባልቲቶች ፡ ግት ፡ እንዳያበዘ ፡ ይገባቸዋል ፡ መንድ ፡ ካለበት ፡ በታ ፡ አይቀመጡ ፡ ከሆነደማቸው ፡ ከአባታቸው ፡ ከልጆቻቸው ፡ በቀር ፡ ባልቲቶችና ፡ ደናግል ፡ ለሥጋቸው ፡ ፈቀድ ፡ ማሰብ ፡ አይገባቸውም ። የፈቀውን ፡ ያር ፡ ማጥፋት ፡ በሚችሉ ፡ ገንዘብ ፡ ዘልገዙ ፡ መጸም ፡ ይገባቸዋል ፡ ባላጋርቻቸውን ፡ ለመጣላት ፡ ይችሉ ፡ ዘንድ ፡ ደናግል ፡ ዘወትር ፡ ይጠበቁ ፡ ዘንድ ፡ ይገባቸዋል ።

፳፻፲፬

አካለ ፡ መጠን ፡ ካደረሰች ፡ በኋላ ፡ እንዲቱ ፡ ብቻዋን ፡ መሄድ ፡ አይገባትም ፡ ድንግል ፡ ዘሐይ ፡ ከገባ ፡ በኋላ ፡ ፈጽሞ ፡ ለሰው ፡ መታየት ፡ አይገባትም ፡ በገድል ፡ ብዛት ፡ የታመመች ፡ ካልሆነች ፡ በቀር ፡ ፈጽሞ ፡ ወይን ፡ አትጠባ ፡ ከልክ ፡ ያለፈ ፡ ፈጽሞ ፡ ሥጋዋን ፡ አታደንድን ። መብል ፡ ለዘመት ፡ መግሪያው ፡ ነው ፡ ብቻንነት ፡ ግን ፡ ለንጽሕና ፡ የማወራያዋ ፡ መጀመሪያ ፡ ናት ።

፳፻፲፭

ከቦታ ፡ ወደቦታ ፡ የሚሰሩ ፡ ግን ፡ በዓይን ፡ ከማየት ፡ በጀሮ ፡ ከመሰማት ፡ በእንደበት ፡ ከማማት ፡ አይድኑም ። ወይልብ ፡ ጣዕምን ፡ የሚ

አንቀጽ : ፲፩ =

ስለ : ሕዝባውያን : ተግግጽ =

እማንቱ : ያበጽሐ : ጎበ : ልብ : ጣዕሙ : ወይት
ዓቀባ : አምዕርዓት : ወእምሀኬት : እሰሰ : ያረ
ነሳ : ልሳናቲሆን : በሐሜት : ወበነገረ : ጉሕ
ሉት : በእንተዝ : ኢይሰመያ : ዕቤራተ : ወደ
ናግሰ =

ያመጡ : እነዚህ : ናቸው : ሥራ : ከመፍታት :
ከሰንፍና : ይጠበቁ : በሐሜትና : በሽንግሳ :
ነገር : እንደበታቸውን : የሚያረክሱ : ግን : ስለ
ዚህ : ባልተቸኛና : ያናግል : አይባሉም =

፬፻፲፮ ወኢይደልዋ : ለድንግል : ከመ : ታልዕል :
ቀላ : አንዘ : ትትናገር : ወኢትትበእስ : ወኢ
ትትፋታሕ : በእንተ : ንዋያተ : ዝንቱ : ዓለም =
እስመ : ያኢቲ : መነነት : ዓለመ : ወይኢቲ :
አመተ : እግዚአብሔር : ወኢትኩንኬ : አመተ :
ለንዋየ : ዝንቱ : ዓለም : ወየእክላ : ግብረ : እደ
ዊሃ : ለሕይወተ : ዚእሃ : በተባሕትም : ውስተ :
ቤታ = ወኢይደልዋ : ከመ : ትባእ : ውስተ :
ግብረ : ሁክት : ወሐልዮ : ዓለማዊ = እው :
ትሑር : ጎበ : መካነ : ክብካብ : ወኢትብጻሕ :
ጎበ : ጉባኤ : ግሙራ : ወይደልዋ : ከመ : ታል
ምድ : ልሳና : በእንብቦተ : መዝሙራት :
ወከመ : ትኩን : ንጽሕተ : ወተእዛዚተ : ወት
ሕተ : በነገራ : ወየዋሂተ : እምእክዶ : ወመዝ
ሰፊተ : ተፀምዶ : ከመ : ያኩን : ላቲ : ጥበብ :
በነሱ : ሠናያት : ወትሀመድ : ሰጸሎት : ወት
ጋዘ : በነሱ : ሌሊት : እስመ : ንዋም : ሥሩዕ :
ውእቱ : ለሥጋ : ጠባይዓዊ = ወባሕቱ : እብ
ዝኖ : ንዋም : ውፀእ : ውእቱ : አምጠባይዕ :
ሥጋ =

፬፻፲፮ ድንግል : ስትናገር : ቃሊን : ከፍ : ከፍ : ማድረግ :
አይገባትም : በዚህ : ዓለም : ገንዘብ : አትጣሳ :
አትከራከር : እርሷ : ያዘን : ዓለም : ንቃላቸና :
እርሷም : የእግዚአብሔር : እገልጋይ : ናት :
የዚህ : ዓለም : ገንዘብ : እገልጋይ : እትሁን =
በብቸኝነት : በቤቷ : ሙስጥ : ለርሷ : ሕይወት :
የእጅዋ : ሥራ : ያበቃታል = ወደጠብና : ወደ
ዓለማዊ : ሐሳብ : መግባት : ወያም : ወደ :
ሠርግ : ቦታ : መሃድ : አይገባትም : ወደአደባ
ባይ : ፈጽሞ : አትድረስ : አንደበቷን : ጻዊት :
በመድገም : ማሰለመድ : ያገባታል : ንጽሕት :
ታዛዥ : በነገሯ : ትሑት : ከክፋት : የራቀች :
እገልግሎትንም : የምታዘወትር : ትዘን :
ዘንድ : በጎ : ሥራን : ሁሉ : ማስተዋል : ያዘ
ንላት : ዘንድ : ለጸሎት : ለሰግደት : በሌሊቱ :
ሁሉ : ትትጋ : እንቅልፍ : ለሥጋ : ተራጥሮ :
የታዘዘ : ነውና : ነገር : ግን : እንቅልፍ : ማብ
ዛት : ከሥጋ : ተራጥሮ : የወጣ : ነው =

፬፻፲፯ ወኢያልብስ : ብእሲ : ወሰቶ : ልብስ : እስ
ኬማ : አንዘ : ድንግል : ያኢቲ : አሳ : ያኢቲ :
ትብገዕ : በርእሳ : ከመ : ሰበ : ወድቀት : ትኩን :
ግብረ : ኃጢአት : ገባኢተ : ሳዕሌሃ : ለባሕ
ቲታ =

፬፻፲፯ አባት : ልጄን : ድንግል : ሁና : ሳሰች : የምን
ነሱና : ልብስ : አያልብሳት : እርሷ : ትሳል :
እንጂ : በጠላት : ሥራ : በወደተች : ጊዜ :
በራሷ : ብቻ : ይረረድባት : ዘንድ =

፬፻፲፰ ድስቅ : ፲ወፀቱ : ወይኩና : ዕቤራት : ዘአንበለ :
ቀጥግ : ወኢያብዝጋ : ነገረ : ወኢይኩና : ሐማ
ይያተ : ወኢይሰምዓ : ነገረ : አኩየ =

፬፻፲፰ ድስቅ : ፲፱ : ባልተቸኛ : ያለቁጣ : ያኑሩ :
ነገር : አያብዙ : ሐሜተኞችም : እያሁኑ : ክፉ :
ነገርንም : አይሰሙ =

፬፻፲፱ ዘጃወፀቱ : ወትኩን : ድንግል : ንጽሕተ : በነ
ፍሳ : ወበሥጋሃ = እስመ : ያኢቲ : መቅደስ :
እግዚአብሔር : መግሳደረ : ክርስቶስ : ወም
ዕራፈ : መንፈስ : ቅዱስ =

፬፻፲፱ ጃ፱ : ድንግል : በነፍሷና : ዘሥጋዋ : ንጽሕት :
ትሁን : የእግዚአብሔር : መቅደስ : የክርስ
ቶስ : ማደራያ : የመንፈስ : ቅዱስ : ማረፊያ :
ናትና =

አንቀጽ : ፲፬ ሺያ. =

አንቀጽ : ፲፩ =

በእንተ : ተግግጽ : ወትእዛዘ : ሕዝባውያን :
መግሳበረ : ክሎሙ : ምእመናን =

ስለ : ሕዝባውያን : ትእዛዝና : ምክር : ስለምእ
መናን : ሁሉ : አንድነት : ያናገራል =

፬፻፳፭ ወውእቲ ፡ ትቲ ፡ እክፋል ። ክፍል ፡ ቀዳማዊ ፡ ዘተነግረ ፡ ላዕለ ፡ ነሱሙ ፡ ሕዝብ ፡ ወውእቲ ፡ ላዕለ ፡ ትቲ ፡ ግብረት ። ፩ዱ ፡ እምኒሆሙ ፡ ትም ህርት ፡ መሣሐዊት ፡ ዘሀለወት ፡ በወንጌል ፡ ወበመልእክት ፡ ሐዋርያዊት ፡ ወናዙ ፡ ተነግረ ፡ በእንቀጽ ፡ ማወኛቲ ።

፬፻፳፩ ወዳግምኒ ፡ ዘተነግረ ፡ በቀኖናት ፡ ወእምድጎረ ፡ ዝንቲ ፡ ተነግረ ፡ በጥንተ ፡ ዲድስቅልያ ፡ ተፀ ቀቡ ፡ አደቂቀ ፡ እግዚአብሔር ፡ ከመ ፡ ትግ በፍ ፡ ነሱሙ ፡ ዘያበጽሐከሙ ፡ ጎበ ፡ ተእዝዞ ፡ እግዚአብሔር ።

፬፻፳፪ ወእመቦ ፡ ዘየሐውር ፡ ፩ዱሂ ፡ ውስተ ፡ ገቢረ ፡ ኃጢአት ፡ እስመ ፡ ወእቲ ፡ ይትቃረን ፡ ፈቃደ ፡ እግዚአብሔር ፡ ወይትኃለቀ ፡ ምስላ ፡ ዕልው ፡ ዓለማዊ ፡ ሰለል ፡ እምነሱ ፡ ዓመፃ ፡ ወእምፍ ቅረ ፡ ክፍል ፡ ዘየሀዘ ። ወኢትወስክ ፡ ጎብረ ፡ ዲበ ፡ ጎብርክ ፡ ዘወሀበክ ፡ እግዚአብሔር ፡ ኪያዙ ፡ እመ ፡ ልደትክ ፡ ኢትሕዕን ፡ ሥዕርተክ ፡ ከመ ፡ ይኑጎ ፡ ወኢትዕቀቦ ፡ ዘእንበለ ፡ ተላ ጸዮ ፡ ወኢታሠንዮ ፡ ከመ ፡ ያምጽእ ፡ ጎቤክ ፡ እንስተ ፡ ዘቅሩብ ፡ መሥገርቶን ።

፬፻፳፫ ኢትልበስ ፡ አልባስ ፡ ቀጠንተ ፡ እስመ ፡ ይእቲ ፡ ታመጽእ ፡ ስሕተተ ፡ ወኢትሠእን ፡ እሣእን ፡ ዕሉላ ፡ በማዕለል ፡ ወኢሕልቀተ ፡ ወርቅ ፡ ውስተ ፡ አጻብዒክ ። እስመ ፡ ዝንቲ ፡ ነሱሙ ፡ ትእምርተ ፡ ዝሙት ፡ ውእቲ ። ወኢትግበር ፡ ሥዕርተክ ፡ ፍቲሐ ፡ ወዝርዘረ ፡ ወኢዕፋረ ። ወኢትንሣእ ፡ እምጸጉረ ፡ ጽሕምክ ፡ ወኢታማ ሰና ፡ ወኢይወልጥ ፡ ብእሲ ፡ እርእያሁ ፡ እም ጠባይዓሁ ፡ እስመ ፡ ሕግ ፡ ከልእ ፡ እምዝንቲ ፡ ነሱሙ ።

፬፻፳፬ ዘፂቲ ፡ ወለእመ ፡ ኮንክ ፡ ባዕለ ፡ ዘኢትፈቅድ ፡ ጎበ ፡ ኪን ፡ ዘተሐዩ ፡ ቦቲ ፡ ኢትኩን ፡ ዘእንበ በለ ፡ ጥበብ ። ወሶበ ፡ ወግአክ ፡ እምቤትክ ፡ ኩን ፡ ምስላ ፡ ምእመናን ፡ ወተናገር ፡ ምስሌ ሆሙ ፡ ነገረ ፡ ሕይወት ።

፬፻፳፭ ወይደልወክሙ ፡ ከመ ፡ ትጎድጉ ፡ እከዮ ፡ ማእ ከሌከሙ ፡ ወትሥረዩ ፡ ፍጡን ፡ ኃጢአተ ፡ እኃ ዊከሙ ፡ ወእኮ ፡ ዘንብል ፡ ዘንተ ፡ በእንተ ፡ መ ኳንንት ። ወንሕን ፡ ንመከረከሙ ፡ ከመ ፡ ትግ በፍ ፡ ሠናያተ ፡ ነሱሙ ፡ ጊዜ ፡ ወትንሥኡ ፡ እም እግዚአብሔር ፡ ከብረ ፡ ብዙጎ ፡ ዘኢይትኃ ለቀ ።

፬፻፳፭ ይኸውም ፡ ሦስት ፡ ክፍል ፡ ነው ። መጀመሪ ያው ፡ ክፍል ፡ በሕዝቡ ፡ ሁሉ ፡ ላይ ፡ የተነገረ ፡ ነው ፡ ከእነርሱም ፡ እንዲ ፡ በወንጌል ፡ በሐዋር ያት ፡ መልእክት ፡ ያለች ፡ የመሣሕ ፡ ትምህርት ናት ፡ እነሆ ፡ በእርባ ፡ እምስተኛው ፡ እንቀጽ ፡ ተነገረ ።

፬፻፳፩ ሁለተኛው ፡ በመጽሐፍ ፡ የተነገረ ፡ ነው ። ከዚህ ፡ በኋላ ፡ በዲድስቅልያ ፡ መጀመሪያ ፡ የእግዚአብ ሔር ልጆች ፡ ሆይ ፡ እእግዚአብሔር ፡ ወይመ ታዘዘ ፡ የሚያደርሱህ ሁን ፡ ሁሉ ፡ ትሠሩ ፡ ዘንድ ተጠበቁ ፡ ተሳሎ ፡ ተነገረ ።

፬፻፳፪ እንዲህ ፡ እንኳ ፡ ኃጢአት ፡ ለመሥራት ፡ የሚ ሄድ ፡ ቢኖር ፡ እርሱ ፡ የእግዚአብሔርን ፡ ፈቃድ ይጠላልና ፡ ከዓለማዊ ፡ መናፍቅም ፡ ጋር ፡ ይቆ ጠራል ፡ ከበደል ፡ ሁሉና ፡ ከፍተኛውን ፡ ክፍል ፡ ከመውደድ ፡ ሁሉ ፡ ሸኾ ። በተፈጠርህ ፡ ጊዜ ፡ እግዚአብሔር ፡ ዘሰጠህ ፡ መልክ ፡ ላይ ፡ መልክ ፡ እትጨምር ። ያድግ ፡ ዘንድ ፡ ፀገርህን ፡ እትከ ባከዘው ፡ ተላጨው ፡ እንጂ ፡ እታሳድግው ። ወጥመዳቸው ፡ ቅርብ ፡ የሆነ ፡ ሴቶችን ፡ ወደ እንተ ፡ ያመጣብህ ፡ ዘንድ ፡ እታጎምረው ።

፬፻፳፫ ረቂቅ ፡ ልብስ ፡ እትልበስ ፡ ይህች ፡ ስሕተትን ፡ ታመጣለችና ፡ ቀለም ፡ የተቀባ ፡ ጫማ ፡ እት ጫማ ፡ በጣቶችህ ፡ የወርቅ ፡ ቀለበትን ፡ እታ ድርግ ፡ ይህ ፡ ሁሉ ፡ የዘሙት ፡ ምልክት ፡ ነውና ። ጠጉርህን ፡ ግልበልስ ፡ ብጥር ፡ እታድ ርገው ፡ እትሠራው ፡ የጢምህን ፡ ጠጉር ፡ እት ቁረጥ ፡ እትላጨው ፡ ሰው ፡ መልኩን ፡ ከተፈ ጥሮው ፡ እይሰውጥ ፡ ሕግ ፡ ከዚህ ፡ ሁሉ ፡ ከልክ ሏልና ።

፬፻፳፬ ፪ ፡ የምትኖርበትን ፡ ጥበብ ፡ የማትሻ ፡ ባለጸጋ ፡ ከሆንክ ፡ ያለ ፡ ጥበብ ፡ እትኑር ፡ ከቤትህ ፡ በወጣዘ ፡ ጊዜ ፡ ከምእመናን ፡ ጋር ፡ ሁን ፡ ከእነርሱም ፡ ጋር ፡ የሕይወትን ፡ ነገር ፡ ተነጋ ገር ።

፬፻፳፭ በመካከላችሁ ፡ ያለውን ፡ ጠብ ፡ የወንድማች ሁን ፡ ኃጢአት ፡ ፈጥኖ ፡ ይቅር ፡ ማለት ፡ ያገ ባችኋል ፡ ይህን ፡ ማለታችን ፡ ስለዳኞች ፡ አይ ያለም ። እኛ ፡ ዘወትር ፡ በጎ ፡ ታደርጉ ፡ ዘንድ ፡ እንመክራችኋለን ፡ ከእግዚአብሔር ፡ ዘንድ ፡ የማይቆጠር ፡ ብዙ ፡ ክብርን ፡ ታገኙ ፡ ዘንድ ።

አንተ፡ ፲፩።

ሰለ፡ ሕዝባውያን፡ ተግባር።

፬፻፳፯ ወለመ፡ ተዳደቀከሙ፡ ፈቃደ፡ ሰይጣን፡ ከመ፡ ትትመዐዐ፡ ሊታዕርቡ፡ ፀሐየ፡ ላዕለ፡ መዓ ትክሙ፡ ይቤ፡ ሰሎሞን፡ “እስመ፡ ነፍሱሙ፡ ለእለ፡ ይከከሩ፡ እከየ፡ ትረከብ፡ ሞተ። ወእግዚእሂ፡ አዘዘነ፡ ከመ፡ ናፍቅር፡ ጸላእተን፡ እፎኬ፡ ንጸልእ፡ ፍቁራኒን”።

፬፻፳፰ ትጣሉ፡ ዘንድ፡ የሰይጣን፡ ፈቃድ፡ ቢያነሣሣ ችሁ፡ ፀሐይ፡ ሳይገባ፡ ይቅር፡ ተባባሉ። ሰሎሞን፡ «ቂምን፡ የያዙ፡ ሰዎች፡ ሰውነት፡ ክፉ ሞትን፡ ታገኛለችና፡ እለ» ዜታችንም፡ ጠላተቻችንን፡ እንወድ፡ ዘንድ፡ አዘዘን። (ማቴ፡ ፳፡ ፱፩)። ወዳጆቻችንንም፡ እንዴት፡ እንጠላለን?

፬፻፳፰ ዘ፲ወፊዱ፡ ወለእመ፡ ፈቃድክ፡ ከመ፡ ትኩን፡ መሣሐዌ፡ ትሉ፡ ሕገ፡ እግዚአብሔር፡ ወፍቃሕ፡ ማእሰራተ፡ እከይ፡ እምላዕሌከ።

፬፻፳፯ ፲፩፡ ከርስተያን፡ ልትሆን፡ ከወደድኸ፡ የእግዚአብሔርን፡ ሕግ፡ ተክተል፡ ከሰውነትህም፡ የከፋትን፡ ማሠሪያ፡ አርቅ።

፬፻፳፰ ዘ፲ቱ፡ እለሰ፡ ይገብሩ፡ ተጋእዞ፡ ወተቃውሞ፡ ወተፋትሐ፡ ነኪራን፡ እሙንቱ፡ እምእግዚአብሔር። እስመ፡ አምላክ፡ ምሕረት፡ ውኒቱ። ወእምቀዳሚ፡ ጸውዐ፡ ሕዝብ፡ ለንሱሐ፡ እመንገሰ፡ ጸድቃን፡ ወነቢያት፡ ወቅዱሳን።

፬፻፳፰ ፲፡ የሚጣሉ፡ የሚከራከሩ፡ የሚሟገቱ፡ ሰዎች፡ ግን፡ ከእግዚአብሔር፡ የተለዩ፡ ናቸው፡ እርሱ፡ የይቅርታ፡ ባለቤት፡ ነውና፡ በመጀመሪያ፡ ከጸድቃን፡ ከቅዱሳን፡ ነቢያት፡ ወገን፡ ሕዝቡን፡ ለንሱሐ፡ ጠራ።

፬፻፳፱ ወለእለ፡ ኮነ፡ እምቅድመ፡ ማየ፡ አይገ፡ ኮነ፡ ይሚህሮሙ፡ እመንገሰ፡ አቤል፡ ወሴት፡ ወሂኖስ፡ ወሂኖክ፡ ዘፈለሰ፡ ወለእለ፡ ነበሩ፡ በጊዜ፡ ማየ፡ አይገ፡ ሰበኩሙ፡ እመንገሰ፡ ኖገ፡ ወለእለ፡ ነበሩ፡ ውሰተ፡ ስዶም፡ ሰበኩሙ፡ እመንገሰ፡ ሎዮ፡ አገዳሬ፡ እንግዳ።

፬፻፳፱ ከግዮ፡ አይገ፡ (ከጥፋት፡ ውሃ)፡ እስቀድሞ፡ ለነበሩት፡ ሰዎች፡ በእቤል፡ በሴት፡ በሂኖስ፡ በተሠወረው፡ በሂኖክ፡ አድሮ፡ ያስተምራቸው፡ ነዘር፡ ዘማየ፡ አይገ፡ ጊዜ፡ ለነበሩትም፡ በኖህ፡ አድሮ፡ እስተማራቸው፡ በሰዶም፡ ለነበሩት፡ ሰዎችም፡ እንግዳን፡ በሚቀበል፡ በሎጥ አድሮ፡ እስተማራቸው።

፬፻፴ ወለእለ፡ ነበሩ፡ እምድገረ፡ አይገ፡ መሀሮሙ፡ እመንገሰ፡ መልክጼዴቅ፡ ወአብርሃም፡ ወመፍቀሬ፡ እግዚአብሔር፡ አዮብ። ወለግብጻውያንሂ፡ ሰበኩሙ፡ በሙሴ፡ ወለደቀተ፡ እስራኤል፡ መሀሮሙ፡ እመንገሰ፡ ሙሴ፡ ወኢያሱ፡ ወልደ፡ ነዌ፡ ወካሌብ፡ ወፊንሐስ፡ ወእምድገራህሙኒ፡ መሀሮሙ፡ በመላእክት፡ ወነቢያት።

፬፻፴ ከጥፋት፡ ውጋ፡ በኋላ፡ ለነበሩት፡ ሰዎች፡ በመልክ፡ ጼዴቅ፡ በአብርሃምና፡ እግዚአብሔርን፡ በሚወድ፡ በአዮብ፡ አድሮ፡ እስተማራቸው። ግብጻውያንንም፡ በሙሴ፡ እስተማራቸው፡ የእሥራኤልን፡ ልጆች፡ በሙሴ፡ በነዌ፡ ልጅ፡ በኢያሱ፡ በካሌብ፡ በፊንሐስ፡ አድሮ፡ እስተማራቸው። ከእነርሱም፡ በኋላ፡ በመላእክት፡ በነቢያት፡ እስተማራቸው።

፬፻፴፩ ወለእለ፡ ኮነ፡ እምቅድመ፡ ምጽአቱ፡ ኮነ፡ ይሰብኩሙ፡ እመንገሰ፡ ዮሐንስ፡ ሰባኪሁ። ወለእለ፡ ነበሩ፡ ድገረ፡ ምጽአቱ፡ ሰበኩሙ፡ ሰሊሁ፡ እንዘ፡ ይብል፡ “ነሰሐ፡ ነዋ፡ ቀርበት፡ መንግሥተ፡ ሰማያት”። ወለእለ፡ ነበሩ፡ እምድገረ፡ ሕማሙ፡ በሥጋ፡ ዘሐመ፡ በእንተለን፡ ሰበኩሙ፡ እመንገሱን፡ ንሕነ፡ ሂወጁ፡ ሐዋርያት፡ ወጳውሎስ፡ ዘኮነ፡ ነዋየ፡ ጎሩየ።

፬፻፴፩ ከመምጣቱ፡ እስቀድሞ፡ ለነበሩ፡ ሰዎች፡ በሰባኪው፡ በዮሐንስ፡ አድሮ፡ ያስተምራቸው፡ ነበር። ከመጣ፡ በኋላ፡ የነበሩትን፡ ሰዎች፡ ራሱ፡ እነዞ፡ መንግሥተ፡ ሰማያት፡ ቀርባለች፡ ንሰሐ፡ ግቡ፡ እያለ፡ እስተማራቸው። (ማቴ፡ ፱፡ ፳፱) ስለእኛ፡ በሥጋ፡ ታሞ፡ ከሞተ፡ በኋላ፡ የነበሩትን፡ ሰዎች፡ በእኛ፡ በ፲፪ቱ፡ ሐዋርያት፡ ምርጥ፡ ዕቃ፡ በዞንው፡ በጳውሎስ አድሮ፡ እስተማራቸው።

፬፻፴፪ ወዘስ፡ ይታገብር፡ መዓልተ፡ ወሌሊተ፡ በዝንቱ፡ ዘመን፡ ገላሬ፡ ወይትሀከይ፡ በእንተ፡ ግብር፡ ዘለዓለም፡ ወያስተሐምም፡ ነሱ፡ ዕለተ፡ በጸሕቅ፡ ለመብል፡ ዘይጠፍእ፡ ወይትገደፍ፡ ወይሚገኛ፡ ለዘአልቦቱ፡ ተፍጻሚት፡

፬፻፴፪ በዚህ፡ ቡንሳሬው፡ ዘመን፡ ቀንና፡ ሌሊት፡ የሚሠራ፡ ስለዘለዓለሙ፡ ሥራ፡ ቸል፡ የሚል፡ ለሚጠፋው፡ ለሚተረው፡ መብል፡ ሁልተን፡ በትጋት፡ የሚያስብ፡ ፍጻሜ፡ የሌለበትን፡ ግን፡ የሚንቀውን፡ ሰው፡ ከአንተስ፡ አሕዛብ፡

አንቀጽ፡ ፲፩ ።

ሰለ፡ ሕዝባዊያን፡ ተግባራ።

ሎቲ፡ አርጉ፡ ዘኢይቤልዎ፡ ሎቲ፡ አስመ፡ አሕዛብ፡ ይጸድቁ፡ ፈድፋድ፡ እምኔክ፡ በከመ፡ ጸአላ፡ እግዚእነ፡ ለኢየሩሳሌም፡ ወይቤላ፡ እስመ፡ ሰይም፡ ጸድቀት፡ ፈድፋድ፡ እምኔኪ፡ ምንተነ፡ ትሠጠዎ፡ ለእግዚአብሔር፡ ዘትደራጎር፡ እምቤተ፡ ክርስቲያኑ፡ ቅድስት።

፬፻፵፫፤ ወከረኛሙሰ፡ ለምእመናን፡ ሎሙ፡ ይእቲ፡ ጥበብ፡ ወተግባርሙኒ፡ አምልኮተ፡ እግዚአብሔር። ወግበሩኬ፡ ኪነተክሙ፡ ከመ፡ ትጠበቡ፡ በከመ፡ ልማድ፡ ለሲሲትክሙ። ወተፀመዱ፡ በተቀንዮተ፡ እግዚአብሔር፡ በምግባር፡ በከመ፡ ይቤ፡ እግዚእነ፡ “ኢትትግበሩ፡ ለመብል፡ ዘይማሰን፡ ዳሰሙ፡ ለመብል፡ ዘይከውን፡ ለሕይወት፡ ዘለዓለም”። ወይቤ፡ ካሰበ፡ “ዝነቲ፡ ሙእቲ፡ ግብረ፡ እግዚአብሔር ከመ፡ ትእመኑ፡ በዘራነዎ፡ ወእቲ”።

፬፻፵፬፤ ዘ፲ወቫቲ፡ ወኢይደሉ፡ ለነ፡ ንሕነ፡ ምእመናን፡ ከመ፡ ንኩን፡ ሶሩዓነ፡ ወእንኩን፡ ከግትያነ፡ ምሥጢር፡ አላ፡ ንኩን፡ ጸኑዓነ፡ በተኃሥዎ። እስመ፡ እግዚእነ፡ አዘዘነ፡ እንዘ፡ ይብል፡ “ኢትደደ፡ ባሕርየክሙ፡ ቅድመ፡ አሕርው”። ወሶበ፡ ይሰምዑ፡ እለ፡ እያእምኑ፡ ነገረነ፡ ዘበአንተ፡ ክርስቶስ፡ እሰመ፡ እሙንቲ፡ በተጸንሶቶሙ፡ እምአእምርተ፡ ሃይማኖት፡ ይላለቲ፡ ላሶሌነ፡ ወይመሰሎሙ፡ ከመ፡ ሐሰት፡ ወእቲ፡ ወነዎ፡ ይቤ፡ አሊ፡ ሎቲ፡ ለዘይወር፡ ላሶለ፡ ስምየ፡ በእንቲአው፡ በውስተ፡ አሕዛብ።

፬፻፵፭፤ ዘ፲ወኒቲ፡ ወኮሉ፡ ዘይረግም፡ በከነቲ፡ ይረግም፡ ነፍሶ። ወንሕነ፡ ንሚህርሙ፡ ለመዘለታት፡ ወለደካትም፡ ከመ፡ ይንሥኡ፡ ዘራነወ፡ ሎሙ፡ እግዚአብሔር፡ በአኩቴት፡ ወበፍርሃት።

፬፻፵፮፤ ዘጳወኒቲ፡ ወተፈለጡ፡ እምእለ፡ ይገብሩ፡ እኩየ፡ ከመ፡ ዘይትገንሥ፡ እምእለ፡ ይቀትሉ፡ ነፍሰ፡ እው፡ እምዘማውያን፡ ከመ፡ ኢይቤሉክሙ፡ እሰመ፡ ክርስቲያን፡ ይትፈሥሐ፡ በምግባር፡ ዘትትፀደዎ፡ ለሕግ፡ ወአኮ፡ ክርስቶስ፡ ዘይፈቅድ፡ ተፈድአተነ፡ ዳእሙ፡ ንሕነ፡ ንፈቅድ፡ ምሕረተ፡ ዜአሁ። ወዘይፈቅዶስ፡ እምኔነ፡ ወእቲ፡ ከመ፡ ይኩን፡ ለነ፡ ነቢር፡ በሃይማኖት፡ ወገቢር፡ ከመ፡ ፈቃዱ።

፬፻፵፯፤ ዘጳወቫቲ፡ ንመክረክሙ፡ አ፡ አኃዋነ፡ ወሰቲ፡ ፋኒነ፡ ወሰተ፡ አምልኮ፡ ከመ፡ ትጉዩዩ፡ አም

ይሻላሉ፡ እኮ፡ እንደምን፡ አይሉትም ? ጌታችን፡ ኢየሩሳሌምን እንደሰደባት፡ «ከአንቺ፡ ይልቅ፡ ፈጽሞ፡ ሰይም፡ ገሞሬ፡ ትሻላለች፡ እኮን» (ማቲ፡ ፲፩፡ ፳፫) አላት። ከቅድስት፡ ቤተ፡ ክርስቲያኑ፡ ወደኋላ፡ የምትል፡ አንተ፡ ለእግዚአብሔር፡ ምን፡ ትመልሰለታለህ ?

፬፻፵፫፤ የምእመናን፡ ብልሃታቸው፡ ግን፡ ይህች፡ ጥበብ፡ ናት፡ ሥራቸውም፡ እግዚአብሔርን ማምለክ፡ ነው። ምግባችሁን፡ ለማግኘት፡ እንደ፡ ልማድ፡ ትፈቀቁ፡ ዘንድ፡ ብልሃታችሁን፡ እድርጉ። ለእግዚአብሔር፡ በመገዛት፡ በሥራ፡ ትጉ፡ ጌታችን፡ «ለጠፊሙ፡ ምግብ፡ አትሥሩ፡ ለዘለዓለም፡ ሕይወት፡ ለሚሆነው፡ መብል፡ ነው፡ እንጂ፡ እንዳለ» (ዮሐ፡ ፮፡ ፳፯) ዳግመኛም፡ “የእግዚአብሔር፡ ሥራ፡ እርሱ፡ በላከው፡ ታምኑ፡ ዘንድ፡ ነው፡ አለ”። (ዮሐ፡ ፮፡ ፳፫)።

፬፻፵፬፤ እኛ፡ ምእመናን፡ ሥራ፡ ፈቶች፡ መሆን፡ ሕይወገንም፡ በመመራመር፡ የጸናን፡ እንሁ፡ እንጂ፡ ምሥጢር፡ አባካንዎች፡ እንሁን፡ ጌታችን፡ “ዕንቋችሁን፡ ከአገርው፡ ባሕርይ፡ ኢትሠደምሩ” (ማቲ፡ ፮፡ ፳) ሲል፡ አዝዞናል፡ የማያምኑ፡ ሰዎች፡ ሰለክርስቶስ፡ የምናሰብረውን፡ ነገራችንን፡ በሰሙ፡ ጊዜ፡ ሃይማኖትን ካለማወቅ፡ የተነግረ፡ ተቸግረዋልና፡ ይዘብቱ ብናል፡ እርሱ፡ እንደ፡ ሐሰት፡ ይመስላቸዋል። እነሆ፡ በአሕዛብ፡ ዘንድ፡ ስሜን፡ የሚያስደብ፡ ሰው፡ ወዮለት፡ አለ።

፬፻፵፭፤ ፲፯፡ በከነቲ፡ የሚረግም፡ ሁሉ፡ ራሱን፡ ይረግማል፡ እኛ፡ በምሰጋናና፡ በፍርሃት፡ እግዚአብሔር፡ የሰጣቸውን፡ ይቀበሉ፡ ዘንድ፡ ባልቲቶችንና፡ ይካሞችን፡ እናሰተምራቸዋለን።

፬፻፵፮፤ ፳፮፡ ነፍሰ፡ ከሚገድሉ፡ ሰዎች፡ ወይም፡ ከዘማውያን፡ እንደሚለዩ፡ ሰው፡ ክፉ፡ ከሚያደርጉ፡ ሰዎች፡ ተለዩ፡ ክርስቲያኖች፡ ሕግን፡ በሚያፈርሱ፡ ሥራ፡ ደስ፡ ይላቸዋል፡ እኮ፡ እንዳይሏችሁ። ክርስቶስ፡ የኛን፡ ርዳታ፡ የሚሻ፡ አይደለም፡ እኛ፡ የርሱን፡ ይቅርታ፡ እንሻለን፡ እንጂ። እርሱ፡ ከእኛ፡ የሚሻው፡ በሃይማኖት፡ በንተን፡ ፈቃዱን፡ እንፈጽም፡ ዘንድ፡ ነው።

፬፻፵፯፤ ፳፱፡ በአምልኮ፡ ወንድሞቻችንና፡ ተባባሪዎቻችን፡ ዘይ፡ ከሥራ፡ ፈትነት፡ ከክፉ፡ ነገር፡

አንቀጽ : ፲፩ ።

ስለ : ሕዝባዊያን : ተግባር ።

ነገር : ፅሩፅ : ወእምነገር : አኩይ ። ወእም :
ንባብ : ኅፍረት : ወእምነገር : ሕሠም : ወእም
ስካር : ወእምስቦት ። ወኢይደሉ : ለከመ :
ፍጹመ : ከመ : ትትናገሩ : ነገር : ዘኢይረብኅ ።
አው : ትግበሩ : ዘኢይህኔ : ፈድፋደስ : በፅ
ስተ : አሑድ : አንተ : ባቲ : ይደሉ : ከመ : ትት
ፈሥሐ : ፍሥሐ : መንፈሳዊተ ።

፬፻፴፰

ረሰጣ : ፱ቱ : ይቤ : ጴጥሮስ : ኢትትናገር :
ላዕለ : ፩ዱሂ : ነገር : አኩየ : ወኢተሐሊ : ከመ :
ትግበር : አኩየ : ላዕለ : መኑሂ : ወኢትኩን :
ዘጂኤ : ልቡ : ወኢዘጂኤ : ልሳኑ : ወኢትኩን :
መፍቀሬ : ከፍል : በቢይ : ወኢትምከር :
ምክረ : አኩየ ።

፬፻፴፱

ወይቤ : አንድርያስ : ኢትኩን : ቀናኤ : ወኢመ
ስተሳልቀ ። ወኢመፍቀሬ : ቀትል : ወኢመዓ
ትመ : እስመ : ቍጥዓ : ያበጽሕ : ኅበ : ቀትል ።

፬፻፵

ዘጂቱ : ይቤ : ሬልጳስ : ኢትኩን : ፈታዌ :
አስመ : ፍትወት : ይስሕብ : ኅበ : ዝሙት :
ወሶበ : ተደመረ : ሰይጣን : መዓት : ምስለ :
ሰይጣን : ፍትወት : ያጎጉልዎ : አሙንቱ : ለዘ
ይትዌከሮመ : መግኅደሩስ : ለመንፈስ : አኩይ :
ውአቱ : ቍስሰ : አበሳሃ : ለነፍስ ። ወሶበ :
ረከባ : ሙባአ : ንኡስ : ውአቱ : ያርኅቦ : ለመ
ካን : ወያመጽአሙ : ለኩሎሙ : መፍፍስት :
ጸዋጋን : ወያበውአሙ : ኅበ : ይአቲ : ነፍስ :
ወኢይትከሀሎ : ለውአቱ : ብአሲ : ከመ :
ይትለዐል : ግሙራ : ወይርአይ : ጽድቀ ።

፬፻፵፩

ዘጅ : ይቤ : ያዕቆብ : ለ : ወልድየ : ኢትሑር :
በትአምርታት : ወኢትኩን : ጸዋዔ : ወኢትኩን
አምስብአ : አለ : የዐቅቡ : ሰዓታተ : ወኅራይ
ያን : ዕለታት : ወኢረአዬ : ከዋክብት : ወኢእ
ምአለ : ይትፋወሉ : በሐመድ : ወፍሬ : ዕፀው :
ወዛጉል : ወኢትፍቱ : ከመ : ታአምር : ዘንተ :
እስመ : ዝንቱ : ኩሉ : ይወስድ : ኅበ : አምልኮ :
ጣዖት ።

፬፻፵፪

፱ቱ : ይቤ : ናትናኤል : ለ : ወልድየ : ኢትኩን :
ሐሳዌ : ወኢመፍቀሬ : ወርቅ : ወኢመፍቀሬ :
ውዳሴ : ከንቱ : እስመ : ዝንቱ : ኩሉ : ይወ
ስድ : ኅበ : ሰሪቅ ። ወኢታንጉርጉር : አስመ :
ነጉርጌር : ይወስድ : ኅበ : ፅርፈት ። ወኢትትዐ
በይ : ዳአሙ : ተባዩጽ : ወአፍቅር : ጸድቃን :
ወትሑታን : ወኩሎ : ዘረከበከ : ተወከፍ : በአ
ኩቴት ።

፬፻፵፰

ከሚያሳፍር : ንግግር : ከሚያስቀይም : ነገር :
ከስካር : ከስስት : ትርቁ : ዘንድ : አንመከራች
ጌለን ። የግይጠቅም : ወይም : የግያምር :
ነገር : ትናገሩ : ዘንድ : ወይም : ትሠሩ : ዘንድ :
ፈጽሞ : አይገባችሁም ። ይልቁንም : መንፈሳ
ዊ : ደስታ : ልታደርጉባት : በምትገባው : በፅ
ስተ : አሑድ ።

፬፻፵፱

ረሰጣ : ፱ : ጴጥሮስ : በአንዱ : ላይስ : እንኳ :
ክፉ : ነገር : አትናገር : በግንም : ላይ : ክፉ :
ታደርግ : ዘንድ : አታስብ : ሁለት : ልብ : አት
ሁን : ሁለት : ምላስም : አብልጡልኝ : ግለ
ትን : የምትወድ : አትሁን : ክፉ : ምክርም :
አትምከር : አለ ።

፬፻፶

አንድርያስም : አንዲህ : አለ : ቀናተኛ : የምት
ዘብት : ነፍስ መግደልን : የምትወድ : አትሁን :
ቁጣ : ነፍስ : ወደመግደል : ያደርሳልና ።

፬፻፶፩

፮ : ሬልጳስ : እንደዚህ : አለ : ፍትወተኛ : አት
ሁን : ፍትወት : ወደዝሙት : ያደርሳልና : ሰይ
ጣን : መዓት : ከሰይጣን : ፍትወት : ጋር : በተገ
ናኘ : ጊዜ : የሚቀበላቸውን : አነርሱ : ያጠፉ
ታል : የመጥፎ : መንፈስ : ማደሪያ : ግን : የነ
ፍስ : የበደል : ቁስልዋ : ነው ። ትንሽ : መግ
ቢያ : ያገኘ : እንደሆነ : አርሱ : በታውን : ያስ
ፋፋዋል : ከፋዎችን : አጋንንትን : ሁሉ : አም
ጥቶ : በዚች : ነፍስ : ያላድራቸዋል ። ስዚህ :
ስው : ፈጽሞ : ከፍ : ከፍ : ይል : ዘንድ : ከብር
ንም : ያገኘ : ዘንድ : አይቻለውም ።

፬፻፶፪

፯ : ያዕቆብም : እንዲህ : አለ : ልጄ : ሆይ :
በምልክቶች : አትሂድ : ጋኔን : ጠሪ : አት
ሁን : ጊዜያቶችን : ከሚጠብቁ : ቀንን : ከሚ
መርጡ : ኮከብ : ከሚቆጥሩ : በአመድ : በፅን
ጫት : ፍሬ : በዛጉል : ከሚያሟርቱ : ሰዎች :
ወገን : አትሁን : ይህን : ታውቅ : ዘንድ : አት
ውደድ : አለ : ይህ : ሁሉ : ጣዖትን : ወደ : ግም
ለከ : ይወስዳልና ።

አንቀጽ ፲፩።

ስለ ሕዝባዊ ያን ጥገና ።

፱፻፵፫ ዘመዳቸው ፡ ወምእመናን ፡ ይትመጠው ፡ እም
እድ ፡ ኤጲስቆጶስ ፡ ዘበከናል ፡ እምጎብስት ፡
ኢሐዲ ፡ ዘእምጽእም ፡ እምቅድመ ፡ ይትፈተት ፡
እሰመ ፡ ዝንቲ ፡ ጎብስት ፡ በረከት ፡ ውእቲ ፡
ወእኮ ፡ ቀጥርባን ።

፱፻፵፫ ህጅ ፡ ምእመናን ፡ ሳይቆረሰ ፡ ካመጡት ፡ ከእ
ንዱ ፡ ጎብስት ፡ የተቋረሰውን ፡ ከኤጲስቆጶስ ፡
እጅ ፡ ይቀበሉ ፡ ይህ ፡ ሥጋውና ፡ ደሙ ፡ ያይ
ደለ ፡ የበረከት ፡ እንጀራ ፡ ነውና ።

፱፻፵፬ ዘመዳቸው ፡ ወለእመ ፡ ኢሀሎ ፡ ኤጲስቆጶስ ፡ ይት
መጠው ፡ አውሎግያ ፡ እምእደ ፡ ቀሲስ ፡ ወለ
እመ ፡ ኢሀሎ ፡ ቀሲስ ፡ እምእደ ፡ ዲያቆን ፡ ይን
ሥኢ ። ወለሕዝባዊሰ ፡ ኢይደልዎ ፡ ከመ ፡ ይግ
በር ፡ ወየሀብ ፡ አውሎግያ ።

፱፻፵፬ ህጅ ፡ ኤጲስቆጶስ ፡ ባይኖር ፡ በረከተ ፡ ጎብስቲን ፡
ከቆሱ ፡ እጅ ፡ ይቀበሉ ፡ ቆሎም ፡ ባይኖር ፡ ከዲ
ያቆኑ ፡ እጅ ፡ ይቀበሉ ፡ ሕዝባዊ ፡ ግን ፡ በረከተ ፡
ጎብስቲን ፡ ቆርሶ ፡ መስጠት ፡ እይገባውም ።

፱፻፵፭ ዘመዳቸው ፡ ብልዑ ፡ ወስትዩ ፡ በበ ፡ መዓርግ ፡
ወባሕቲ ፡ ኢትሰተዩ ፡ እስከ ፡ ትሰከሩ ፡ ከመ ፡
ኢይሳሉቲክመ ፡ ሰብእ ።

፱፻፵፭ ህጅ ፡ በየመዓርጋችሁ ፡ ብሉ ፡ ጠጡ ፡ ነገር ፡
ግን ፡ እስከትሰከሩ ፡ ድረስ ፡ አትጠጡ ፡ ሰዎች ፡
እንዳይዘብቱባችሁ ።

፱፻፵፮ ደቅ ፡ ዘሃወደቲ ፡ ወኢይደልዎ ፡ ሰከርሰቲያናዊ ፡
ከመ ፡ ይሐር ፡ ጎበ ፡ ቤተ ፡ ከብካብ ፡ ይጥፋሕ ፡
እያዊሁ ፡ ወያጽሕሰ ፡ በእገሪሁ ፡ ዳእመ ፡ ይብ
ላሰ ፡ በሥርዓት ፡ በከመ ፡ ይደልዎሙ ፡ ለቅዱ
ሳን ።

፱፻፵፮ ደቅ ፡ ሃደ ፡ ከርሰቲያናዊ ፡ ወደ ፡ ሠርግ ፡ ቤት ፡
ሂዶ ፡ በእጁ ፡ ማጨብጨብ ፡ በእግሩ ፡ ማሸብ
ሸብ ፡ እይገባውም ፡ ለተከበሩ ፡ ሰዎች ፡ እንደሚ
ገባቸው ፡ በሥርዓት ፡ ይብላ ፡ እንጂ ።

፱፻፵፯ ዘመዳቸው ፡ ወኢይደልዎ ፡ ሰምእመን ፡ ከመ ፡
ይሰተዩ ፡ ውሰተ ፡ ቤት ፡ ዘይትጋብእ ፡ ባቲ ፡
ሰብእ ፡ ሐሚይያን ፡ ወእለ ፡ አልቦሙ ፡ ጎሩት ፡
ወእስ ፡ ይሰተዩ ፡ በቀተት ፡ አስተዋዓእመ ።

፱፻፵፯ ህጅ ፡ ምእመን ፡ የሚያሙ ፡ ሰዎች ፡ ከተሰበሰ
ቡበት ፡ ርጎራጌ ፡ የሌላቸው ፡ በውርርድ ፡ እወ
ጣጥተው ፡ የሚጠጡ ፡ ሰዎች ፡ ካሉበት ፡ ቤት ፡
ገብቶ ፡ መጠጣት ፡ እይገባውም ።

፱፻፵፰ ዘኒትያ ፡ አ ፡ ፍቅር ፡ ኢትሐር ፡ ዘእንበለ ፡ ተዓ
ቅቦ ፡ ወኢትኩን ፡ ዐብደ ፡ አው ፡ ኢጎፋሬ ፡
ወኢትፍቲ ፡ ከመ ፡ ታጥረ ፡ ለከ ፡ ወርቅ ፡ ወኢ
ብሩረ ፡ ዘእንበለ ፡ ዘየእክል ፡ ለሕይወትክ ፡ ወለ
ሲሳይክ ፡ ወለልብስክ ፡ በእምግን ፡ ዘተወሰነ ፡
ወሕዝባዊ ፡ ሶዘ ፡ ጽሕቅ ፡ ከመ ፡ ይንግድ ፡
ውሰተ ፡ መነን ፡ ዘእልቦ ፡ ውሰቴቲ ፡ ዘርእ ፡
ወእተግባር ፡ ሠናይ ፡ ውእቲ ፡ ሎቲ ።

፱፻፵፰ ኒቅያ ፡ ወዳጅ ፡ ሆይ ፡ ያለመጠበቅ ፡ አትሂድ ።
ሰነፍ ፡ ወይም ፡ አፋር ፡ አትሁን ፡ ወርቅ ፡ ብር ፡
ትሰበሰብ ፡ ዘንድ ፡ አትወደድ ። ለሰውነትህ ፡
ለምግብህ ፡ ለልብስህ ፡ ለተወሰነው ፡ ያህል ፡
የሚበቃህን ፡ ነው ፡ እንጂ ፡ ሕዝባዊ ፡ ዘርና ፡
ሥራ ፡ በሌለበት ፡ ቦታ ፡ ሊነግድ ፡ በተጋ ፡ ጊዜ ፡
ለርሱ ፡ መልካም ፡ ነው ።

፱፻፵፱ ወይኩኑ ፡ ነሱ ፡ ሰብእ ፡ ክቡራን ፡ በጎቤክ ፡
ረድፋይ ፡ እምነፍስክ ፡ ወተሉንው ፡ ምስለ ፡
ነሱ ፡ ሰብእ ። ወኢትኩን ፡ መፍቀሬ ፡ ጋእዝ ፡
ወኢትዝብጥ ፡ ፩ደኒ ፡ ዘእንበለ ፡ ሕፃን ፡ በእንተ ፡
ትምህርት ፡ ወተግግጽ ፡ ከመ ፡ በዝንቲ ፡ ይትዐ
ቀብ ፡ ድጎረ ፡ ወዝኒ ፡ በተዓቅቦ ፡ ዐቢይ ፡ ከመ ፡
ኢይኩን ፡ ሞቲ ፡ በእደክ ፡ እሰመ ፡ ለምት ፡
ሎቲ ፡ ምክንያት ፡ ብዙኅ ።

፱፻፵፱ ከራሰህ ፡ ይልቅ ፡ ሰዎች ፡ ሁሉ ፡ በእንተ ፡
ዘንድ ፡ ረጽሞ ፡ የከበሩ ፡ ይሁኑ ፡ ከሰው ፡ ሁሉ ፡
ጋር ፡ ወንድሜ ፡ ወንድሜ ፡ ተባባል ፡ ጠብ ፡
ወዳጅ ፡ አትሁን ። ስለ ፡ ትምህርትና ፡ ስለም
ክር ፡ ከሕፃናት ፡ በቀር ፡ እንዲንሰ ፡ እንኳ ፡ አት
ግታ ፡ ጓላ ፡ በዚህ ፡ ይጠበቅ ፡ ዘንድ ፡ ይኸውም
በፍጹም ፡ ጥንቃቄ ፡ ይሁን ፡ ሞቲ ፡ በእጅህ ፡
እንዳይሆን ፡ ለምት ፡ ብዙ ፡ ምክንያት ፡ አለ
ውና ።

፱፻፶፬ በደሰ ፡ ህወጁቲ ፡ ወይደልወነ ፡ ከመ ፡ ንኩን ፡
ንቁሐን ፡ በኩሉ ፡ ጊዜ ፡ ወኢነህብ ፡ ለእዕይን
ቲን ፡ ንዋመ ፡ ወኢድቃሰ ፡ ለቀራንብቲን ፡
እስክ ፡ ንረከብ ፡ መካኖ ፡ ለእግዚአብሔር ።

፱፻፶፬ በደሰ ፡ ህጅ ፡ በጊዜው ፡ ሁሉ ፡ የነቃን ፡ መሆን ፡
ይገባናል ። የእግዚአብሔርን ፡ ቦታ ፡ እስክና
ገኝ ፡ ድረስ ፡ ሰዓይናችን ፡ መኝታ ፡ ለቅንድባ
ችን ፡ እንቅልፍ ፡ እንሰዋ ፡ እንዳለ ፡ እንኳ ፡

ወኢይበል ፡ ፩ዱሃ ፡ አን ፡ ተጠመቁ ፡ ጥምቀቱ ፡ ክርስትና ፡ ወነሣኦኩ ፡ ሥጋሁ ፡ ለክርስቶስ ፡ ወተአመንኩ ፡ ወኢየሐሊ ። ወኢይበል ፡ ክርስቲያናዊ ፡ አን ፡ እንዘ ፡ ስሊሁ ፡ ያፈቅር ፡ ጋእዘ ፡ ወኢይትመየጥ ፡ ኅበ ፡ ገበረ ፡ ትእዛዛተሁ ፡ ለክርስቶስ ፡ ወይክውን ፡ በአምሳሌ ፡ ፩ዱ ፡ ዘቦአ ፡ ውስተ ፡ ቤተ ፡ ምሕፃብ ፡ ወውእቱ ፡ እንዘ ፡ ምሉእ ፡ ርስሐተ ፡ ወለአመ ፡ ወዕአ ፡ እንዘ ፡ ኢይትሐፀብ ፡ ወኢያጻሪ ፡ ርስሐቶ ፡ ምዕረ ፡ ወይዌስክ ፡ ርስሐተ ፡ በዲበ ፡ ርስሐቱ ፡ ወካዕበ ፡ ይክውን ፡ ስላቀ ፡ ሰዲያብሎስ ፡ እስመ ፡ አሙንቱ ፡ ብህልዎ ፡ በአፉሆሙ ፡ ቀዳሚ ፡ ንሕነ ፡ ንክሕደክ ፡ አ ፡ ዲያብሎስ ፡ ወይእኬስ ፡ አሙንቱ ፡ ያፈጥኑ ፡ ሐዊረ ፡ ኅበ ፡ ገበረ ፡ ምግባሩ ፡ እኩይ ።

፩፻፶፩

ወአመቦ ፡ ዘይብል ፡ በእንተ ፡ ርእሱ ፡ አን ፡ ክርስቲያናዊ ፡ ወኢኮነ ፡ ውእቱ ፡ ለባሴ ፡ ምግባር ፡ እስመ ፡ ውእቱ ፡ ይሰመይ ፡ በኅበ ፡ እግዚአብሔር ፡ ወበኅበ ፡ ሰብእ ፡ ሰይጣን ፡ በእንተ ፡ ዘእጻልእ ፡ ግብረ ፡ ሰይጣን ፡ እላ ፡ ጸንዐ ፡ ቦቱ ፡ በእንተ ፡ ዝንቱ ፡ ይሰመይ ፡ በስሞሙ ፡ ለሰይጣናት ፡ በዝየ ፡ ወበደኃሪ ፡ ይክውን ፡ መክፈልቶሙ ፡ ሰበ ፡ ሞተ ፡ በዝንቱ ፡ ምግባር ፡ ርኩስ ።

፩፻፶፪

ዶቅ ፡ ቮቱ ፡ ለክርስቲያናዊ ፡ ይደልዎ ፡ ከመ ፡ ይኩን ፡ ሐረቱ ፡ በትእዛዝ ፡ ክርስቶስ ፡ ወይትመሰሎ ፡ በኩሉ ፡ ግብሩ ፡ ወኢይኩን ፡ ጽልሕወ ፡ ወኢፈታዌ ፡ ለዘይትሐጎል ፡ ግብር ፡ ወኢይዝሩ ፡ ንዋዮ ፡ ኅበ ፡ ዘእልቦ ፡ ውስቴቱ ፡ መድኃኒት ፡ ወኢይኩን ፡ ተገባሬ ፡ ዘኢይደሉ ፡ ወኢውኑደ ፡ ምሕረት ፡ ወኢመፍቀሬ ፡ አንስት ፡ ዳእሙ ፡ ያውስብ ፡ አሐተ ፡ ብእሲተ ፡ ወይሕዕን ፡ ውሉዶ ፡ በፈሪቦ ፡ እግዚአብሔር ፡ ወኢይጉየይ ፡ እመክራት ፡ ወያንብብ ፡ ወይሰቡ ፡ ዘይሰምዎ ፡ ወየሀብ ፡ እምዘሎቱ ፡ ፍጡነ ። ወኢይኩን ፡ ሀካየ ፡ ወኢይመንን ፡ እግብርቲሁ ፡ እላ ፡ ይጎልቆሙ ፡ በአምሳሌ ፡ ውሉዶ ። ወኢይኩን ፡ ጽኑዐ ፡ በነሢእ ፡ ወውሂብ ፡ ወኢይትሀከይ ፡ ሰውሂበ ፡ መባእ ፡ በእንተ ፡ ቍርባን ፡ ወዕጣን ። ወሰእመ ፡ ኮነ ፡ መሢሐዊ ፡ ጽኑዐ ፡ በዝንቱ ፡ ነሱ ፡ ዝንቱ ፡ ውእቱ ፡ ዘተመሰሎ ፡ ለክርስቶስ ፡ ወውእቱ ፡ ይሂሉ ፡ በየማኑ ፡ ወይሴብሕ ፡ ምስላ ፡ መላእክት ፡ ወይነሥእ ፡ እምኅቤሁ ፡ አክሊለ ፡ ሕይወት ፡ ዘአስፈዎሙ ፡ ሰፍቁራኒሁ ።

እኔ ፡ የክርስትናን ፡ ጥምቀት ፡ ተጠምቄያለሁ ፡ አይበል ፡ የክርስቶስን ፡ ሥጋና ፡ ደም ፡ ተቀብያለሁ ፡ እምኛለሁም ፡ እይበል ፡ አይሰብ ፡ እርሱ ፡ ጠብን ፡ አየወደደ ፡ የክርስቶስንም ፡ ትእዛዞች ፡ ወይ ፡ መሥራት ፡ ሳይመሰስ ፡ እኔ ፡ ክርስቲያናዊ ነኝ ፡ አይበል ፡ ወደመታጠብያ ፡ ቤት ፡ በገባ ፡ በአንዱ ፡ አምሳል ፡ ይሆናል ፡ እርሱም ፡ አድፍን ፡ የተመላ ፡ ነው ። ሳይታጠብ ፡ ቢወጣ ፡ አንድ ፡ ጊዜ ፡ አድፍን ፡ ባያጠራ ፡ በአድፍ ፡ ላይ ፡ አድፍን ፡ ይጨምራል ። ዳግመኛም ፡ የዲያብሎስ ፡ መዘባበቻ ፡ ይሆናል ፡ እነርሱ ፡ በአፋቸው ፡ በመጀመሪያ ፡ ዲያብሎስ ፡ ሆይ ፡ እኛ ፡ አንክድሃለን ፡ ብለውታልና ፡ ዛሬ ፡ ግን ፡ እነርሱ ፡ ክፉ ፡ ሥራውን ፡ ወደመሥራት ፡ ስመሄድ ፡ ይፋጠናሉ ።

፩፻፶፩

በራሱ ፡ እኔ ፡ ክርስቲያናዊ ፡ ነኝ ፡ የሚል ፡ ቢኖር ፡ እርሱ ፡ ክርስቲያናዊ ፡ አይደለም ። የሰይጣንን ፡ ሥራ ፡ ስላልጠላ ፡ በሰውና ፡ በእግዚአብሔር ፡ ዘንድ ፡ ሰይጣን ፡ ይባላልና ፡ ኖረበት ፡ እንጂ ፡ ስለዚህ ፡ ዛሬም ፡ በኋላም ፡ በሰይጣናት ፡ ስም ፡ ይጠራል ፡ በዚህ ፡ በረከሰ ፡ ሥራ ፡ በምተገዜ ፡ ድርሻቸው ፡ ይሆናል ።

፩፻፶፪

ዶቅ ፡ ቮ ፡ ለክርስቲያናዊ ፡ ሰው ፡ እናኗሩ ፡ በክርስቶስ ፡ ትእዛዝ ፡ መሆን ፡ ይገባዋል ። በሥራው ፡ ሁሉ ፡ ይምሰሰው ፡ ከዳተኛ ፡ የሚጠፋውን ፡ የሚወድ ፡ አይሁን ። መድን ፡ በሌለበት ፡ ቦታ ፡ ገንዘቡን ፡ አይበትን ፡ የማይገባውን የሚሠራ ፡ ይቅርታ ፡ የጎደለው ፡ ሴት ፡ ወዳጅ ፡ አይሁን ፡ አንዲት ፡ ሚስት ፡ ያግባ ፡ እንጂ ፡ ልጆቹንም ፡ እግዚአብሔርን ፡ በመፍራት ፡ ያላደግ ፡ በመከራ ፡ ጊዜ ፡ አይክዳ ፡ ያንብብ ፡ የሚሰማውን ፡ ያስተውል ፡ ካለው ፡ ፈጥኖ ፡ ያስጥ ፡ ጨካኝ ፡ አይሁን ፡ በልጆቹ ፡ አምሳል ፡ ይቁጠራቸው ፡ እንጂ ፡ እገልጋዮቹን ፡ አይናቅ ፡ በመቀበልና ፡ በመስጠት ፡ የፀና ፡ አይሁን ፡ የቍርባንና ፡ የዕጣን ፡ መባዕ ፡ ለመስጠት ፡ ቸል ፡ አይበል ። ክርስቲያናዊ ፡ በዚህ ፡ ሁሉ ፡ የፀና ፡ ቢሆን ፡ ክርስቶስን ፡ የሚመስለው ፡ እርሱ ፡ ነው ፡ በቀኑ ፡ ይቀመጣል ፡ ከመላእክትም ፡ ጋር ያመሰግናል ፡ ለወዳጆቹ ፡ ተስፋ ፡ ያደረገላቸውን ፡ የሕይወት ፡ አክሊል ፡ ክርስቶስ ፡ ዘንድ ፡ ይቀበላል ።

እንቀጽ፡ ፲፩ ።

ሰለ፡ ሕዝባውያን፡ ተግግጽ ።

፪፻፱፫ ሊታፍቅ፡ ብሩረ፡ ለ፡ ሙፍቀርያን፡ እግዚአብሔር፡ እስመ፡ ሥርወ፡ እከያት፡ ውለቱ፡ እፍቅር፡ ንዋይ፡ የአከለን፡ ረኪበ፡ ሙብልዕ፡ ወልብስ፡ ወናሁ፡ ተጽሕፈ፡ በእንጉሉን፡ ዘይብል፡ “ግድፍ፡ ላዕለ፡ እግዚአብሔር፡ ሕሊናከ፡ ወውለቱ፡ ይሴሰየከ” ።

፪፻፱፬ ድስቅ፡ ጽወጀቱ፡ ኩኑ፡ ድልዋን፡ ከመ፡ ታፍዋኑ፡ ሐዊረ፡ ኅበ፡ ቤተ፡ ክርስቲያን፡ በኩሉ፡ ትጋህ፡ ዘእንበለ፡ ሀኪት፡ ወኢትጎድጉ፡ ግብረ፡ እደዊከሙ፡ ከመ፡ ትኩኑ፡ ኩሉ፡ ሙዋዕሊከሙ፡ ከመ፡ ትርከቡ፡ ዘትሴሰዩ፡ ቦተ፡ እንትሙ፡ ወነዳያን ።

፪፻፱፭ ክፍል፡ ዳግም፡ ወውለቱ፡ ላዕለ፡ ፎቱ፡ ጸታ ። ቀዳማዊ፡ በእንተ፡ ዘይደልዎሙ፡ ለአበው፡ ይግበሩ፡ ላዕለ፡ ውሉዶሙ፡ ወውሉድኒ፡ ለእበዊያሙ፡ ሥጋውያን ። ድስቅ፡ ጽወጀቱ፡ ለ፡ እበው፡ ሙሀርዎሙ፡ ለውሉድከሙ፡ ቃለ፡ እግዚአብሔር፡ ወሕዕንዎሙ፡ በተግግጽ፡ ወእለምሮተ፡ እግዚአብሔር ። ወሙሀርዎሙ፡ ኪናተ፡ ዘይደልዎሙ፡ ከመ፡ ኢያስተሐምሙ፡ ለግብረ፡ ዕርዐት፡ ወኢየሐልዩ፡ ፍጹመ፡ ውስተ፡ ገዲፈ፡ ወላድያኒሆሙ፡ ወሐፃንያቲሆሙ ። ወለእመ፡ ጎድግዎሙ፡ ወኢገሠጽዎሙ፡ ወነበሩ፡ ውስተ ሓረፍት፡ እምቅድመ፡ ጊዜ፡ ይከውኑ፡ ጽኑዓን፡ ወይትገኘሙ፡ እምሠናያት፡ ወበእንተ፡ ዝንቱ፡ ኢትፍርሁ፡ እምገሥጸተሙ፡ ወምሂሮተሙ፡ በእፍርሆ ። እስመ፡ እንትሙ፡ ኢትቀትልዎሙ፡ ሶበ፡ ሙሀርከምዎሙ፡ ለላ፡ ታሐይውዎሙ፡ በከመ፡ ይቤ፡ ሰሎሞን፡ በጥበቡ፡ “ገሥጸ፡ ለወልድከ፡ ከመ፡ ያዕርፍከ፡ ወይርባጎከ ። እስመ፡ ውለቱ፡ ተስፋከ፡ ሠናይ፡ ወሶበ፡ ዘበጥኮ፡ በበትር፡ ነፍሶ፡ ታሐዩ፡ እሞት ።

፪፻፱፮ ወሙሀርዎሙ፡ ለውሉድከሙ፡ ነገረ፡ እግዚአብሔር፡ ወከልልዎሙ፡ በዝብጠት፡ ከመ፡ ይትእዘዙ፡ ለከሙ፡ እምንእሶሙ ። ወሙሀርዎሙ፡ ኩሉ፡ ሙጸሕፍተ፡ እግዚአብሔር፡ ወኢታዕርፍዎሙ፡ ከመ፡ ኢይትጎየሉ፡ ላዕሌከሙ፡ ወኢይፃሉ፡ እምትእዛዛቲከሙ፡ ወኢትጎድግዎሙ፡ ይሐሩ፡ ኅበ፡ ስቴ፡ ምስለ፡ እብያሊሆሙ፡ በእንተ፡ ዝንቱ፡ ይትመየሙ፡ ኅበ፡ እከያት ። ወሶበ፡ አበሱ፡ በሀኪተ፡ እበዊሆሙ፡ እኮ፡ እሙንቱ፡ ባሕተቶሙ፡ ዘይትኳነኑ፡

፪፻፱፫ የእግዚአብሔር፡ ወዳጆች፡ ሆይ፡ ብር፡ አትውደዱ፡ የጋጢእት፡ ምንጭ፡ ገንዘብ፡ ሙውደድ፡ ነውና፡ ምግብ፡ ልብስ፡ ካገኘን፡ ይበቃናል፡ “እባብህን፡ በእግዚአብሔር፡ ላይ፡ ጣል፡ እርሱ፡ ይመግብሃል፡ የሚል፡ እነሆ፡ ተጽፏል” (መዝ፡ ፱፬፡ ፳፪) ።

፪፻፱፬ ድስቅ፡ ጽ፪፡ ያለ፡ ስንፍና፡ በፍጹም፡ ትጋት፡ ወደ፡ ቤተ፡ ክርስቲያን፡ ለመሄድ፡ ትፋጠኑ፡ ዘንድ፡ የተዘጋጁትሁ፡ ሁኑ ። የእጃችሁንም፡ ሥራ፡ አትተወ፡ በዘመናችሁ፡ ሁሉ፡ እናንተና፡ ነዳያን፡ የምትመገቡትን፡ ታገኙ፡ ዘንድ ።

፪፻፱፭ ጀኛው፡ ክፍል፡ ይኸውም፡ ፎት፡ ወገን፡ ነው፡ ሙጀመሪያው፡ እባቶች፡ ለልጆቻቸው፡ ልጆችም፡ ለእባቶቻቸው፡ ሊያደርጉላቸው፡ ስለሚገባቸው፡ ይናገራል ። ድስቅ፡ ጽ፪፡ እባቶች፡ ሆይ፡ ልጆቻችሁን፡ ቃለ፡ እግዚአብሔር፡ እስተምሯቸው ። እግዚአብሔርን፡ በማወቅ፡ በምክር፡ እሳድጓቸው፡ ሥራ፡ ፈት፡ እንዳይሆኑ፡ የሚገባቸውን፡ ጥበብ፡ እስተምሯቸው፡ ወላጆቻቸውንና፡ ሞግዚቶቻቸውን፡ እንረዳም፡ ብለው፡ በፍጹም፡ እንዳያሰቡ ። ቢተዋቸው፡ ባይቀጧቸው፡ አካለ፡ መጠን፡ ከማድረሳቸው፡ በፊት፡ በሥራ፡ ፈት፡ ቢኖሩ፡ በከፋ፡ ሥራ፡ የፀኑ፡ ይሆናሉ ። ከበጎ፡ ነገርም፡ ይርቃሉ፡ ስለዚህ፡ በማስፈራራት፡ ከመቆጣትና፡ ከማስተማር፡ አትፍሯቸው፡ ባስተማራችኋቸው፡ ጊዜ፡ ታድኗቸዋላችሁ፡ እንጂ፡ እትገድሏቸውምና ። ሰሎሞን፡ በመጽሐፉ፡ “ልጅህን፡ ቅጣው፡ ዕረፍት፡ ይሰጥህ፡ ዘንድ፡ ይጠቅምህም፡ ዘንድ፡ በጎ፡ እለኝታህ፡ እርሱ፡ ነውና፡ በበትር፡ በመታኸው፡ ጊዜ፡ ሰውነቱን፡ ከሞት፡ ታድናለህ” እንዳለ ። (ምሳሌ፡ ፳፫፡ ፲፫-፲፬)

፪፻፱፮ ልጆቻችሁን፡ የእግዚአብሔርን፡ ነገር፡ እስተምሯቸው፡ ከትንሽነታቸው፡ ጀምረው፡ ይታዘዙላችሁ፡ ዘንድ፡ በበትር፡ ጋርዱዋቸው፡ የእግዚአብሔርን፡ መጸሕፍት፡ ሁሉ፡ እስተምሯቸው፡ እንዳይበረታቱባችሁ፡ ከትእዛዛችሁ፡ እንዳይወጡ፡ አታሳርፏቸው፡ ከባልንጀሮቻቸው፡ ጋር፡ ወደመጠጥ፡ ይሄዱ፡ ዘንድ፡ እትተዋቸው፡ ስለዚህ፡ ወደከፋት፡ ይመለሳሉ ። በእባቶቻቸው፡ ለንፍና፡ ቢበድሉ፡ እነርሱ፡ ብቻ፡ የሚቀጡ፡ አይደለም፡ ስለእነርሱ፡

አንቀጽ : ፲፩ =

ዳእሙ : እበዊሆሙኒ : ይትኬነኑ : በእንተእ
ሆሙ : በእንተ : ዝንቱ : ገሥጽዎሙ : ወበ
ጊዜ : ዘይደሉ : ሎሙ : እውስቦ : እስተዋስብ
ዎሙ : እንስተ : ንጹሐተ” = ወዳውሎስኒ :
ይብል : ኢርቱዕ : ደቂቅ : ይዝግቡ : መዝገቦ :
ለእበዊሆሙ : እላ : እበው : ለውሎዶሙ =

፬፻፶፯

ዘኤፌሶን : ኄቱ : “እ : ውሎድ : ተእዘዙ : ለእ
በዊከሙ : ከመ : ዘለእግዚእን : እስመ : ዝንቱ :
ውእቱ : ምግባረ : ጽድቅ” : ወትእዛዝሂ : ቀዳ
ማዊ : ይቤ : “እከብር : እባክ : ወእመከ : ከመ :
ሠናዩ : ይኩንከ : ወይኑኅ : መዋዕሊከ : በም
ድር = እ : እበው : ኢታስተቀጥጥፀ : ውሎድ
ከሙ : እላ : እልህቅዎሙ : በተግሣጽ : ሠናይ :
ወበትምህርተ : እግዚእን” =

፬፻፶፰

ሥርዋጽ : ፲ቱ : ነበረ : ውስተ : ቀኖናት : ዘነገ
ሥት : ወድልው : ለእግዚእብሔር : ሳዕለ :
በኩር : ዘይትወለድ : ዐቂቦ : እቡሁ : ወሀቂቦ :
እኃዊሁ : እምድኅረ : እቡሆሙ : ወለእግዚእብ
ሔር : ሳዕለ : እለ : ይፈቅዱ : ከመ : ያእምሩ :
ጽድቅ : ወይፀመዱ : ለተእዝዙቱ : ወከማሁ :
ይደሉ : ሳዕለ : ነሱ : ሊቅ : ዘይሠዩም : እምድ
ኅረ : ቢጼ =

፬፻፶፱

ቄላስይስ : ኄቱ : እ : ውሎድ : ተእዘዙ : ለእበዊ
ከሙ : በኩሉ : ግብር : እስመ : ዝንቱ : ሠናይ :
በኅበ : እግዚእን = እ : እበው : ኢታስተቀጥጥዕ
ዎሙ : ለውሎድከሙ : በከንቱ : ከመ : እይኅ
ዝኑ = በሰ : ጸወጃቱ : መህርዎሙ : ለውሎድ
ከሙ : ከመ : ይጸልዩ : ጸሎተ : በዓታት :
በኩሉ : ንጹሕ = ድስቅ : ዘፀቱ : ወአከብር :
እባክ : ወእመከ : ሥጋውያን : እስመ : እሙ
ነቱ : ምክንያተ : ልደትከ =

፬፻፷

ወዳግምኒ : ጸታ : በእንተ : እፍቅሮተ : እደው :
ለእንስተደሆሙ : ወተእዝዙተ : እንስትኒ : ለእ
ምታተዎን = ወዶቤ : ዳውሎስ : በመልእክቱ :
ለሰብእ : ኤፌሶን : ኄቱ : “ወእንስትኒ : ይግ
ርራ : ለእምታተዎን : በከመ : ያገርራ : ለእግዚ
እብሔር : እስመ : ብእሲ : ርእሳ : ለብእሲት :
ውእቱ = ወይደልዎሙ : ለእደው : ከመ : ያፍ
ቅሩ : እንስተደሆሙ : ከመ : እፍቅሮተ : ሥጋ
ሆሙ : ወነተሉ : ለሰጃዱ : እምኔከሙ : ያፍቅር :
ብእሲቶ : ከመ : ነፍሱ = ወከማሁ : ብእሲትኒ :

ስለ : ሕዝባውያን : ተግሣጽ =

እባቶቻቸውም : ይቀጣሉ : እንጂ : ስለዚህ :
ገሥጻቸው : ማግባት : በማገባቸውም : ጊዜ :
ንጹሕ : የሆኑትን : ሴቶች : አጋቧቸው = ዳው
ሎስም : “ልጆች : ለወላጆቻቸው : ድልብን :
ማድሰብ : እይገባቸውም : እባቶች : ለልጆቻ
ቸው : ነው : እንጂ” (፪ኛ : ቆሮ : ፲፪ : ፲፬) :
እለ =

፬፻፶፯

ኤፌሶን : ኄ : ልጆች : ሆይ : ለጌታችን : እንደ
ምትታዘዙ : ለእባቶቻችሁ : ታዘዙ : ይህ : የእ
ውነት : ሥራ : ነውና : መጀመሪያውም : ትእ
ዛዝ : እባትህንና : እናትህን : አክብር : በኅ :
ይደረግልህ : ዘንድ : በምድርም : ዕድሜህ :
ይረዝም : ዘንድ : እለ = እባቶች : ሆይ : ልጆቻች
ሁን : እታበሳጩ : በበኅ : ምክር : በጌታችን :
ትምህርት : እሳድንቸው : እንጂ = (ኤፌሶን :
፮ : ፩ - ፮) =

፬፻፶፰

ሥርዋጽ : ፲ : በነገሥታት : ሕግ : ተጸፈ : ከወ
ላጆቹ : በኋላ : አባቱንና : ወንድሞቹን : ለመር
ዳት : በኩር : ሁኖ : የተወለደው : ለእግዚእብሔ
ር : የተገባ : ነው = የእግዚእብሔርንም : ቸር
ነት : ያውቁ : ዘንድ : በወደዱት : ለትእዛዙ :
ይገዙ : እንደዚሁም : ከባልንጀራው : ቀጥሎ :
ለሚሾም : እለቃ : ሁሉ : መታዘዝ : ይገባል =

፬፻፶፱

ቄላስይስ : ፫ : ልጆች : ሆይ : በሥራው : ሁሉ :
ለእባቶቻችሁ : ታዘዙ : ይህ : በጌታችን :
ዘንድ : በኅ : ነውና : እባቶች : ሆይ : በከንቱ :
እንዳያዝኑ : ልጆቻችሁን : እታበሳጩዎቸው =
(ቄላስይስ : ፫ : ፳ - ፳፩) = በሰ : ፳፰ : በፍጹም :
ንጹሕና : የሰዓቱን : ጸሎት : ይጸልዩ : ዘንድ :
ልጆቻችሁን : አስተምሯቸው = ድስቅ : ፱ :
ሥጋውያን : እባትህንና : እናትህን : አክብር :
የመወለድህ : ምክንያት : እነርሱ : ናቸውና =

፬፻፷

ሁለተኛው : ክፍል : ወንዶች : ሚስቶቻቸውን :
ስለመውደዳቸው : ሴቶችም : ለባሎቻቸው :
ስለመታዘዛቸው : ይናገራል = ዳውሎስ : ለኤ
ፌሶን : ሰዎች : በጸፈው : መልእክቱ : በእምስ
ተኛው : ምእራፍ : እንዲህ : እለ : ሴቶችም :
ለእግዚእብሔር : እንደሚገዙ : ለባሎቻቸው :
ይገዙ : ወንድ : ለሴት : ገዥዋ : ነውና = ወንዶ
ችም : ራሳቸውን : እንደሚወዱ : ሚስቶቻቸ
ውን : መውደድ : ይገባቸዋል = ከእናንተ :
ወገን : ሁሉም : ለእያንዳንዱ : እንደ : ራሱ :

አንቀጽ፡ ፲፩ ።

ታናቅር ፡ ምታ ፡ ወትናርሆ” ።

፬፻፷፩ ወይቤ ፡ ጴጥሮስ ፡ በመልእክቱ ፡ ቀዳሚት ፡ ዘፀቱ ፡ “ወከማሁ ፡ እንትንሂ ፡ እንሰት ፡ ተአ ዘዛ ፡ ለእምታቲከን ፡ ከመ ፡ ይኩኑ ፡ እለ ፡ ይት ኤዘዙ ፡ ሰቃል ፡ ያርብጎምሙ ፡ ዘእንበለ ፡ ቃል ፡ በእንተ ፡ ሠናይ ፡ ግእዞን ፡ ለእንሰት ፡ ሶበ ፡ ርእዩ ፡ ንጽሐ ፡ ልብከን ፡ ወተመይጦትከን ፡ ኅበ ፡ ንጽሕ ፡ ወጽድቅ ። ወይኩን ፡ ሥርጋዌክን ፡ ከመዝ ፡ እኮ ፡ በሠርጉ ፡ ኅላሬ ፡ ወበተፀፍሮ ፡ ሥዕርት ፡ ወሕልቀተ ፡ ወርቅ ፡ ወለቢሰ ፡ ልብስ ከቡር ። እላ ፡ ይሠርገዋ ፡ በሠርጉ ፡ ብእሲ ፡ ኅቡእ ፡ ሠርጉ ፡ ዘበእማን ፡ ዘትሃሉ ፡ በልብ ፡ ትሑት ። ሠርጉ ፡ ዘኢትበሊ ፡ ህትከውን ፡ በነ ፍስ ፡ ሰላማዊት ። ሠርጉ ፡ እንተ ፡ ይአቲ ፡ ዘሀለ ወት ፡ በኅበ ፡ እግዚአብሔር ፡ እሰከ ፡ ሰዝሱፉ ። ወከማሁ ፡ ኮና ፡ ቀዳማውያት ፡ እንሰት ፡ ቅዱሳት ፡ እለ ፡ ተወከላ ፡ ላዕለ ፡ እግዚአብሔር ፡ ወኮና ፡ ሥርጋዌሆን ፡ ተአዝዞ ፡ ለእምታቲሆን ፡ በከመ ፡ ላሬ ፡ ትትኤዘዞ ፡ ሰእብርሃም ፡ ወእግዚእየ ፡ ትብሎ ። ወእንትንሂ ፡ እዋልዲሃ ፡ በምግባረ ፡ ሠናይ ፡ ኢያደንግዕከን ፡ ምንትኒ ፡ መፍርህ ። ወእንትመኒ ፡ አ ፡ እደው ፡ ከማሁ ፡ ንበሩ ፡ ምስሌሆን ፡ በልባዌ ፡ ወበንጽሕ ፡ ወአኅዝዎን ፡ ከመ ፡ ንዋየ ፡ ልሕተት ፡ ድኩም ፡ ወአከብርዎን ፡ እስመ ፡ እማንቱ ፡ ይወርሳ ፡ ሕይወተ ፡ ዘለዓለም ፡ ምስሌከመ” ።

፬፻፷፪ በጥንተ ፡ ዲድስቅልያ ፡ ይቤ ፡ አ ፡ እደው ፡ አግብርተ ፡ እግዚአብሔር ፡ ብእሲኒ ፡ እምኒከሙ ፡ ይፀር ፡ ከበደ ፡ ብእሲቱ ፡ ወኢይኩን ፡ ዕቡየ ፡ ወአጽልሕወ ፡ አላ ፡ ይኩን ፡ መሓሬ ፡ ወራትፀ ፡ ዘያፈጥን ፡ ለአሥምርተ ፡ ብእሲቱ ። ወኢይሠርገው ፡ በዘትፈትዎ ፡ ብእሲት ፡ ካልእት ፡ ከመ ፡ ኢትሰሐት ፡ በርአየተ ፡ ዚአሁ ።

፬፻፷፫ ዘቺቱ ፡ ፍርሂዮ ፡ አ ፡ ብእሲት ፡ ለምትኪ ፡ ወኅፈሪ ፡ እምኒሁ ፡ ወአሥምሪዮ ፡ ሰውእቱ ፡ ባሕቲቱ ፡ እምድኅረ ፡ እግዚአብሔር ፡ ወትግሂ ፡ ለእፅርፎቱ ፡ ወሰተልእኮቱ ። ወብእሲት ፡ ጠባብ ፡ ትገብር ፡ ሠናያተ ፡ ዡሎ ፡ ለምታ ፡ ወታሰተሐምም ፡ በግብር ፡ ለአግብርቲሃ ፡ ወእ

ሰለ ፡ ሕዝባውያን ፡ ተግሣጽ ።

ሚሰቱን ፡ ይውደድ ፡ እንደዚሁ ፡ ሚሰትም ፡ ባሏን ፡ ትውደድ ፡ ትፍራውም ። (ኤፌሰን ፡ ፮ ፡ ፳፪ - ፵፫) ።

፬፻፷፬ ጴጥሮስ ፡ በመጀመሪያይቱ ፡ መልእክት ፡ በቺተኛው ፡ ምዕራፍ ፡ እንዲህ ፡ እለ ፡ እንደዚሁ ፡ እናንተም ፡ ሴቶች ፡ ለባሎቻችሁ ፡ ተገዙ ። ሰለሴቶች ፡ በኅ ፡ ጠባይ ፡ በቃል ፡ የማይታዘዙትን ፡ በቃል ፡ የሚታዘዙት ፡ ይጠቅሟቸው ፡ ዘንድ ፡ የልባችሁን ፡ ቅንነት ፡ ባዩት ፡ ጊዜ ፡ ወደንጽሕና ፣ ወደ ፡ እውነት ፡ መመለሳችሁን ፡ ባዩ ፡ ጊዜ ፡ ጌጣችሁ ፡ እንደዚህ ፡ ይሁን ። በሚያልፈው ፡ ጌጥ ፡ የራስን ፡ ፀገር ፡ በመሠራት ፡ የወርቅ ፡ ቀሰበት ፡ በማድረግ ፡ የከበረ ፡ ልብሰ ፡ በመልበስ ፡ እይይለም ፡ የባልን ፡ ውሰጣዊ ፡ ልቡና ፡ ደብ ፡ በማሰኘት ፡ ያጊጡ ፡ እንጂ ። በተናቀ ፡ ልብ ፡ በምትኖር ፡ በእውነተኛ ፡ ጌጥ ፡ በሰላማዊ ፡ ሰውነት ፡ በምትገኝ ፡ በማትጠፋ ፡ ጌጥ ፡ ያጊጡ ፡ እንጂ ። ይህችውም ፡ እስከዘለዓለሙ ፡ ድረስ ፡ በእግዚአብሔር ፡ ዘንድ ፡ ያሰች ጌጥ ፡ ናት ። ለእግዚአብሔር ፡ የተገዙት ፡ የቀደሙት ፡ ደጋግ ፡ ሴቶችም ፡ እንደዚሁ ፡ ነበሩ ። ጌጣቸው ፡ ለባሎቻቸው ፡ በመታዘዝ ፡ ሆነ ። ሣራ ፡ ሰእብርሃም ፡ ትታዘዘው ፡ ጌታዬም ፡ ትሰው ፡ እንደነበር ፡ እናንተም ፡ ልጆችዎ ፡ በበኅ ፡ ሥራ ፡ ምንም ፡ የሚያስፈራ ፡ አያስደንግጣችሁ ። እናንተም ፡ ወንዶች ፡ እንደዚሁ ፡ ከእነርሱ ፡ ጋር ፡ በማስተዋል ፡ በንጽሕና ፡ ኑሩ ፣ መንገሳታት ፡ እንደማይችል ፡ እንደ ፡ ሸከላ ፡ ዕቃ ፡ ያዟቸው ። አከብሯቸውም ፡ እነርሱ ፡ ከእናንተ ፡ ጋር ፡ የዘለዓለምን ፡ ሕይወት ፡ ይወርሳሉና ።

፬፻፷፭ በዲድስቅልያ ፡ መጀመሪያ ፡ እንዲህ ፡ እለ ፡ የእግዚአብሔር ፡ አገልጋዮች ፡ ወንዶች ፡ ሆይ ፡ ከእናንተ ፡ ወገን ፡ ወንድ ፡ የሚሰቱን ፡ ችግር ፡ ይሸከም ፡ ትእቢተኛ ፡ ከዳተኛ ፡ እይሁን ፡ ችር ፡ ቅን ፡ ሚሰቱን ፡ ደሰ ፡ ሰማሰኘት ፡ የሚፋጠን ፡ ይሁን ፡ እንጂ ። ሌላይቱ ፡ ሴት ፡ በምትወደው ፡ ጌጥ ፡ እያጊጥ ፡ እርሱን ፡ በማየት ፡ እንዳትሰት ።

፬፻፷፮ ቺ ፡ ሚሰት ፡ ሆይ ፡ ባልሸን ፡ ፍሪው ፡ ከእርሱ ፡ የተነሣ ፡ እፈሪ ፡ ከእግዚአብሔር ፡ በታች ፡ እርሱን ፡ ብቻ ፡ ደብ ፡ እሰኘው ፡ እርሱን ፡ ሰማሳረፍ ፡ ፍ ፡ ሰማገልገል ፡ ትጊ ። ብልህ ፡ ሚሰት ፡ ሰባሏ ፡ በኅ ፡ ነገር ፡ ታደርጋለች ፡ ለአገልጋዮቿም ፡ በሥራ ፡ ትተጋለች ፡ እጆቿ ፡ ጥቅም ፡ ላለው ፡

አንቀጽ ፡ ፲፩ ፡

ስለ ፡ ሕዝባዊያን ፡ ተግግጽ ፡

ደዌሃ ፡ ይትቀንያ ፡ ለዘቦቱ ፡ በቀጭት ፡ ወእጸብ
ጂሃ ፡ ይጸንዓ ፡ ለፈቲል ፡ ከመ ፡ ትጸጉ ፡ ለጸኑ
ሳን ፡ ወትግበር ፡ ላቲ ፡ ወለምታ ፡ ቼተ ፡ አልባስ ፡
ወይእቲ ፡ ሶበ ፡ ተሐውር ፡ ውሰተ ፡ ፍኖት ፡ ትት
ገለበብ ፡ ርእሳ ፡ በዓጽፋ ፡ ወትትገልበብ ፡ በን
ጽሕ ፡ ከመ ፡ ትጸወን ፡ ያእቲ ፡ እምርእየ ፡
ሰብእ ፡ እኩያን ፡ ወኢትሠርገው ፡ ርእሳ ፡ ወገጸ ፡
እስመ ፡ እልቦ ፡ በውሰቲታ ፡ ምንትኒ ፡ ግብር ፡
በዘትደነስ ፡ ዘይፈቅድ ፡ ሥርጋዌ ፡ ወይኩን ፡
ገጸ ፡ ድኑነ ፡ እንዘ ፡ ያኔጽር ፡ ታሕተ ፡ ውስተ ፡
ምድር ፡ ወይእቲ ፡ ትትገልበብ ፡ ወትሪ ፡

፬፻፳፬

በደስ ፡ ፲ወጼቱ ፡ ወብእሲት ፡ ግዕዝት ፡ ኢትሳ
ድግ ፡ ሥዕርታ ፡ ከመ ፡ ይኩን ፡ ቅሉዐ ፡ ውሰተ ፡
ቤተ ፡ እግዚአብሔር ፡ ወኢተህብ ፡ ውሉዳ ፡
ለሐግንደት ፡ ወኢትትሀከይ ፡ እመልእክተ ፡
ቤታ ፡ ወኢትትቃሐው ፡ ምስለ ፡ ምታ ፡

፬፻፳፭

ሣልስ ፡ ጸታ ፡ በእንተ ፡ ከመ ፡ ይትእዘዙ ፡ እግ
ብርት ፡ ለእጋእዝተሆሙ ፡ ወእጋእዝትኒ ፡ ከመ ፡
ደፍቅርዎሙ ፡ ለእግብርተሆሙ ፡ ወይቤ ፡ ጳው
ሎስ ፡ በውስተ ፡ መልእክቱ ፡ ለሰብእ ፡ ቄላስ
ይስ ፡ ጅቱ ፡ “እ ፡ እግብርት ፡ ተእዘዙ ፡ ለእጋእ
ዝተክሙ ፡ ሥጋውያን ፡ በኩሉ ፡ ግብር ፡ እኮ ፡
በእድልዎ ፡ ሎሙ ፡ ከመ ፡ ይትእኩቱ ፡ በኅበ ፡
ሰብእ ፡ እላ ፡ በልብ ፡ ለላማዊ ፡ ወበፍርሃተ ፡
እግዚአብሔር ፡ ወኩሎ ፡ ዘትገብሩ ፡ ሎሙ ፡
ግበሩ ፡ በኩሉ ፡ ልብከሙ ፡ ዘከመ ፡ ትገብሩ ፡
ለእግዚእነ ፡ ወእኮ ፡ ከመ ፡ ዘትገብሩ ፡ ለሰብእ ፡
ወእእምሩ ፡ ከመ ፡ እግዚእ ፡ ያፈድየከሙ ፡ በዕ
ለተ ፡ ኩነኔሁ” ፡ እስመ ፡ እንትሙ ፡ ለእግዚእ ፡
ክርስቶስ ፡ ገበርክሙ ፡ ወዘኒ ፡ እበስ ፡ ይትፈ
ደይ ፡ በእበሳሁ ፡ ወእልቦ ፡ በህየ ፡ እድልዎ ፡
ወኢነሢእ ፡ ገጽ ፡ እ ፡ እጋእዝት ፡ እሠንዩ ፡
ለእግብርተክሙ ፡ ወእሰተዐርዩ ፡ ማእከሉ
ሆሙ ፡

፬፻፳፮

ዘኤፌሶን ፡ ጅቱ ፡ ወኩኑ ፡ ዘተኅድጉ ፡ ሎሙ ፡
እበሳሆሙ ፡ እስመ ፡ እንትሙ ፡ ተእምሩ ፡ ከመ ፡
እግዚእ ፡ ብከሙ ፡ በሰማያት ፡ ወእልቦ ፡ በኅ
ቤሁ ፡ እድልዎ ፡ ወኢነሢእ ፡ ገጽ ፡

፬፻፳፯

በደስ ፡ ሰወጼቱ ፡ ወመሢሐዊስ ፡ ኢይሜንን ፡
እግብርተሁ ፡ እላ ፡ ይጌልቆሙ ፡ ምስለ ፡
ውሉዳ ፡ ወናሁ ፡ ተጽሕፈ ፡ በእንቀጽ ፡ ሰንበት ፡
ወበበዓላት ፡ ከመ ፡ ያዕርቶ ፡ ቦሙ ፡

ነገር ፡ ይገባሉ ፡ ለተቸገሩት ፡ ትሰጥ ፡ ዘንድ ፡
ጣቶቿ ፡ ለመፍተል ፡ ይጠነከራሉ ፡ ለእርሷና ፡
ለዓላም ፡ ሁለት ፡ ልብስ ፡ ታበጅ ፡ ዘንድ ፡ ይሀ
ችውም ፡ መንገድ ፡ በሃይች ፡ ጊዜ ፡ በልብሷ ፡
ራሷን ፡ ትከናክብ ፡ ከፋዎች ፡ ሰዎችን ፡ ከማ
የት ፡ ትጠበቅ ፡ ዘንድ ፡ ዘንጽሕና ፡ ትሸፈን ፡
ራሷንና ፡ ፊቷን ፡ እትገባ ፡ ኃጢአት ፡ በምት
ሠራ ፡ ገንዘብ ፡ ጊጥን ፡ የሚሻ ፡ ሥራ ፡ በርሷ ፡
ዘንድ ፡ ምንም ፡ የለምና ፡ ወይመራት ፡ በመመ
ልክት ፡ ፊቷ ፡ ያዘነበለ ፡ ይሁን ፡ እርሷም ፡ ዘወ
ትር ፡ ትከናክብ ፡

፬፻፳፰

በደስ ፡ ፲፮ ፡ ነፃ ፡ የሆነች ፡ ሴት ፡ በቤተ ፡ እግዚ
አብሔር ፡ ውሰጥ ፡ የተገለጠ ፡ ይሆን ፡ ዘንድ ፡
ራሷን ፡ እትተው ፡ ልጆቿን ፡ ለምግዚት ፡ እት
ሰጥ ፡ ለቤቷ ፡ ከመሥራት ፡ ቸል ፡ እትበል ፡
ከባላ ፡ ጋርም ፡ እትጣላ ፡

፬፻፳፱

ባሮች ፡ ለጌቶቻቸው ፡ ይታዘዙ ፡ ዘንድ ፡ ጌቶ
ችም ፡ ባሮቻቸውን ፡ ይወዷቸው ፡ ዘንድ ፡ ይና
ገራል ፡ ጳውሎስ ፡ ለቄላስይስ ፡ ሰዎች ፡ በጸ
ፈው ፡ መልእክተ ፡ በእምስተኛው ፡ ክፍል ፡
ውሰጥ ፡ እንዲሁ ፡ እለ ፡ ባሮች ፡ ሆይ ፡ ለሥጋ
ውያን ፡ ጌቶቻችሁ ፡ በሥራው ፡ ሁሉ ፡ ታዘዙ ፡
በሰው ፡ ዘንድ ፡ ይመሰገኑ ፡ ዘንድ ፡ በማድላት ፡
እይደለም ፡ በስላማዊ ፡ ልብ ፡ እግዚአብሔርን ፡
በመፍራት ፡ ነው ፡ እንጂ ፡ የምትሠሩላቸውን ፡
ሁሉ ፡ ለሰው ፡ እንደምትሠሩት ፡ ያይደለ ፡ ለጌ
ታችን ፡ እንደምትሠሩ ፡ በፍጹም ፡ ልቡናችሁ ፡
ሥሩላቸው ፡ በፍርድ ፡ ቀንም ፡ ጌታ ፡ ዋጋች
ሁን ፡ እንደሚከፍላችሁ ፡ እወቁ ፡ እናንተ ፡
ለጌታ ፡ ክርስቶስ ፡ ሠርታችንንና ፡ የበደለም ፡
በበደሉ ፡ ይቀጣል ፡ ዘዚያ ፡ ፊት ፡ እይቶ ፡ ማዳ
ላት ፡ የለም ፡ ጌቶች ፡ ሆይ ፡ ለባሮቻችሁ ፡ መል
ካም ፡ እድርጉ ፡ ሁሉንም ፡ እስተካከላቸው ፡
(ቆላስ ፡ ፫ ፡ ጳጪ - ጳጅ) ፡

፬፻፳፺

ኤፌሶን ፡ ጅ ፡ በደላቸውን ፡ ይቅር ፡ የምትሉላ
ቸው ፡ ሁኑ ፡ እናንተ ፡ ጌታ ፡ በስማያት ፡ እንዳ
ላችሁ ፡ ታውቃላችሁና ፡ በእርሱም ፡ ዘንድ ፡
ፊት ፡ እይቶ ፡ ማዳላት ፡ የለም ፡ (ኤፌ ፡ ፮ ፡ ፱) ፡

፬፻፳፻

በደስ ፡ ሰወጼ ፡ ክርስቲያን ፡ ግን ፡ ባሮቹን ፡ እይ
ናቅ ፡ እንደ ፡ ልጆቹ ፡ ይቀጠራቸው ፡ እንጂ ፡
እነሆ ፡ ያሳርፏቸው ፡ ዘንድ ፡ ዘሰንበትና ፡ በበዐ
ላት ፡ እንቀጽ ፡ ተጸፈ ፡ (ፍትሐ ፡ ነገሥት ፡
፯፻፳፩) ፡

፬፻፷፰ ክፍል : ሣልሰ : በእንተ : ዘይትኳንኑ : ቦቱ ።
 ረሰጣ : ጅወዘቱ : መሠርያ : ወዘይትፋወል :
 በፍሬ : ዕዕው : ወዛጉል : ዲብ : ሐመድ : ወመ
 ንቅሔ : ምወት : ወመተርጉመ : እሕላማት :
 ወመተርጉመ : ፈጠራ : አው : ዘይጠያር : በእ
 ዕዋፈ : ስማይ : ወዘይትብቀብ : ከመ : እይትራ
 ከብ : ምስለ : ሐንካስ : አው : ምስለ : ዕወር :
 ወዘይትፋወል : በነገረ : ስብእ ። ጅወዘቱ :
 ወዘሂ : ይተሉ : ልማዶሙ : ሰአረማውያን :
 ወነገረ : መሀደምቶሙ : ለእይሁድ ። አው :
 ዘየዐብድ : አው : ዘይአጽር : ኅብ : ተውኔት :
 ይኅድጉ : ወእመአኮስ : ይሰይዱ ።

፬፻፷፰ ሦስተኛው : ክፍል : ስለሚቀጠብት : ያነገ
 ራል ። ረሰጣ : ጅዘ : በዕንጨት : ፍሬ : በዛጎል :
 በእመድ : የሚያሟርት : ሙት : የሚያስንሣ :
 ሕልም : የሚተረጎም : ፊጥሮ : የሚተረጎም :
 ወይም : በሰማይ : ያፍ : የሚያሟርት : ከአን
 ካሳ : ጋር : ወይም : ከዓይን : ስውር : ጋር : እን
 ዳይገናኝ : የሚጠበቅ : በሰው : ነገር : የሚያሟ
 ረት : ጠንቋይ ። ጅዘ : የአረማውያንን : ልማድ :
 የእይሁድን : ተረት : የሚከተሉ : ወይም :
 አውቆ : የሚያብድ : ወይም : ወይ : ጨዋታ :
 የሚመለከት : ይተው : ባይተው : ግን : ያልዩ ።

፬፻፷፱ ዘዕንቆራ : ጅወዘቱ : ወከማሁ : ዘይትማሪይ :
 ወዘያበውአሙ : ውስተ : ቤቱ : ለመሠርያን :
 ወለካህናተ : ስይጣን : ወለላእካኒሁ ። ረሰጣ :
 ጅወዘቱ : ረቃዩ : ወዘይፊትሕ : ወየአስር :
 አው : ዘይጸውዕ : አጋንንተ ። በሰ : ጃወጅቱ :
 ወዘይስምዕ : ነገረ : መሰግላን : ወዘያስተሐ
 ይጽ : ጸሐዩ : ሰብ : ይሠርቅ : አው : ወርኅ : ወያ
 ገብር : ምንተኒ : ምግባራተ : ወዘየአስር : ላዕ
 ሌሁ : ነርበታተ : ወእሰማተ : ስይጣን : አው :
 ዘይእንዘ : ሐጺን : ለስዲደ : ስይጣናት : አው :
 ዘይረቁ : አው : ዘይዕሕስ : በእገራሁ ።

፬፻፷፱ ዕንቁራ : ጅዘ : እንደዚሁም : የሚያሟርት :
 ሥራይ : እድራገዎችን : ካዘናተ : ጣዖትን :
 አገልጋዮቹንም : ወደቤቱ : የሚያገባቸው :
 ያለዩ ። ረሰጣ : ጅዘ : የሚረፍ፡ የሚፈታ : የሚ
 ያስር : ወይም : አጋንንት : የሚጠራ : በስ :
 ጃዘ : የጠንቋዮቹን ፡፡ ነገር : የሚሰማ : በሐይ :
 ወይም : ጨረቃ : በመጣ : ጊዜ : የሚያሟርት :
 ማናቸውንም : ሥራ : የሚሠራ : የአጋንንትን :
 ስም : በክታብ : የሚያስር : ወይም : ሰይጣና
 ትን : ለማባረር : ብረት : የሚይዝ : የሚረፍ፡
 በእግሩ : የሚያሸበሽብ ።

፬፻፸፬ ሥርዋጽ : ፲ወ፩ዱ : ነበረ : ውስተ : ቀኖናት :
 አለ : ይሰመዩ : ዘሐዋርያት : ውስክ : ላዕለ :
 ዝንቱ : ጅወዘቱ : እምትእዛዘ : ጳውሎስ : አመኒ
 ዜናዊ : አው : አለ : ይነብሩ : ውስተ : ፍኖት :
 እንዘ : ይእንዙ : እሕዛ : ውስተ : እደዊያሙ :
 ወእስ : ይነግሩ : ተአምራተ : ሕሰወ : ወእስ :
 ይጽሕፍ : እስማተ : መሐላ : ወእለ : ያደምኑ :
 ገጸሙ : በጊዜ : ምንዳቤያት : እንዘ : ያንጉረ
 ጉሩ : ላዕለ : ፍትሐ : እግዚአብሔር : ወዘየን
 ትም : እደሁ : በመርፍእ ።

፬፻፸፬ ሥርዋጽ : ፲፩ : የሐዋርያት : በተባሉ : ቀኖ
 ናት : ውስኖ : በዚሁ : ተጨምሮ : ተነግሯል :
 ከጳውሎስ : ትእዛዘ : በጳጳኛው : ወራኛ : በሆን
 ወይም : በእጃቸው : ጦር : ይዘው : በጎዳና : የሚ
 ቀመጡም : በሆኑ : የሐሰት : ተአምራት : የሚ
 ያወሩ : የመሐላ : እስማት : የሚጽፉ : በመካራ :
 ጊዜ : በእግዚአብሔር : ፍርድ : እያንጉራጉሩ :
 ፊታቸውን : የሚያጠቁሩ : እጁንም : በመርፈ :
 የሚወጋ : ይተው ።

አንቀጽ : ፲፬፻፳፩ ።

አንቀጽ : ፲፬፻፳፩ ።

በአንተ : ቅዳሴ ።

ሰለ : ቅዳሴ ።

፬፻፸፩ ድስቅ : ፲ወ፪ቱ : ኒቅያ : ጅወ፩ዱ : ይደሉ : ከመ :
 ይቁሙ : ውስተ : ቤተ : ክርስቲያን : በዘድ
 እት : ወንጽሕ : ወበንቅሐት : ዐቢይ : ለሰ
 ሚዐ : ነገረ : እግዚአብሔር : በጸሕቅ : ዐቢይ :
 ነሱ : ለሰ፩ዱ : በበመግርጉ : ዘይደልም : በእ

፬፻፸፩ ድስቅ : ፲፪ : ኒቅያ : ጅዘ : በፍጹም : ትጉት :
 የእግዚአብሔርን : ነገር : ለመሰማት : ሁሉ :
 እያንዳንዱ : በሚገባው : በእየመዳርጉ : በቤተ :
 ክርስቲያን : ውስኖ : በጸዮታ : በንጽሕና :
 በፍጹም : ንቃት : ሊቆሙ : ይገባል ። ዕሳማያ

፬፻፷፰ ክፍል : ሣልስ : በእንተ : ዘይትኳንት : ቦቱ ።
 ረሰጣ : ጅወፀቱ : መሠርይ : ወዘይትፋወል :
 በፍሬ : ዕዕው : ወዘጉል : ዲቦ : ሐመድ : ወመ
 ንቅሔ : ምወት : ወመተርጉመ : እሕላማት :
 ወመተርጉመ : ፈጠራ : እው : ዘይጠየር : በእ
 ዕዋፈ : ሰማይ : ወዘይትብቀብ : ከመ : እይትራ
 ከብ : ምሰለ : ሐንካሰ : እው : ምሰለ : ዕወር :
 ወዘይትፋወል : በነገረ : ሰብእ ። ጅወፀቱ :
 ወዘሂ : ይተሉ : ልማዶሙ : ለአረማውያን :
 ወነገረ : መሀደምቶሙ : ሰእይውድ ። እው :
 ዘየቦበድ : እው : ዘይኔጽር : ኅበ : ተውኔት :
 ይጎድጉ : ወእመእኮስ : ይሰይዱ ።

፬፻፷፰ ምስተኛው : ክፍል : ስለሚቀጠብት : ይነገ
 ራል ። ረሰጣ : ጅፀ : በዕንጨት : ፍሬ : በዛጎል :
 በእመድ : የሚያሟርት : ሙት : የሚያሰነግ :
 ሕልም : የሚተረጎም : ፈጥሮ : የሚተረጎም :
 ወይም : በሰማይ : ያፍ : የሚያሟርት : ከኔን
 ካላ : ጋር : ወይም : ከዓይን : ሰውር : ጋር : እን
 ዳይገናኝ : የሚጠበቅ : በሰው : ነገር : የሚያሟ
 ረት : ጠንቋይ ። ጅፀ : የአረማውያንን ። ልማድ :
 የእይውድን : ተረት : የሚከተሉ : ወይም :
 እውቆ : የሚያብድ : ወይም : ወይ : ጨዋታ :
 የሚመለከት : ይተወ : ባይተወ : ግን : ይለዩ ።

፬፻፷፱ ዘዕንቆራ : ጅወፀቱ : ወከማሁ : ዘይትማረይ :
 ወዘደበውአሙ : ውስተ : ቤቱ : ሰመሠርያን :
 ወለካሀናተ : ሰይጣን : ወሰላእካኒሁ ። ረሰጣ :
 ጅወፀቱ : ረቃዬ : ወዘይራትሕ : ወየእስር :
 እው : ዘይጼውዕ : እጋንንተ ። በሰ : ሕወጅቱ :
 ወዘይሰምዕ : ነገረ : መሰግላን : ወዘደሰተሐ
 ዶጽ : ጸሐየ : ሰበ : ይሠርቅ : እው : ወርኅ : ወይ
 ገብር : ምንተኒ : ምግባራተ : ወዘየእስር : ላዕ
 ሌሁ : ኮርበታተ : ወእስማተ : ሰይጣን : እው :
 ዘይእንዘ : ሐጺን : ሰሰዲይ : ሰይጣናት : እው :
 ዘይረቀ : እው : ዘይዕሕስ : በእገሪሁ ።

፬፻፷፱ ዕንቁራ : ጅፀ : እንደዚሁም : የሚያሟርት :
 ሥራይ : እድራጊዎችን : ካዘናተ : ጣዖትን :
 አገልጋዮቹንም : ወደቤቱ : የሚያገባቸው :
 ይለዩ ። ረሰጣ : ጅፀ : የሚረጡ : የሚፈታ : የሚ
 ያሰር : ወይም : እጋንንት : የሚጠራ : በሰ :
 ሕጅ : የጠንቋዮቹን ። ነገር : የሚሰማ : ዘሐይ :
 ወይም : ጨረቃ : በወጣ : ጊዜ : የሚያሟርት :
 ማናቸውንም ። ሥራ : የሚሠራ : የእጋንንትን :
 ሰም : በክታብ : የሚያሰር : ወይም : ሰይጣና
 ትን : ለማባረር : ብረት : የሚይዝ : የሚረጡ :
 በእግሩ : የሚያገባላቸው ።

፬፻፸፬ ሥርዋጽ : ፲ወፅዱ : ነበረ : ውስተ : ቀኖናት :
 እለ : ይሰመዩ : ዘሐዋርያት : ውሰክ : ላዕለ :
 ዝንቱ : ጅወፀቱ : እምትእዘዘ : ጳውሎስ : እመኒ
 ዜናዊ : እው : እለ : ይነብሩ : ውስተ : ፍኖት :
 እንዘ : ይእንዙ : እሕፃ : ውስተ : እደዋዘሙ :
 ወእለ : ይነግሩ : ተእምራተ : ሕሰወ : ወእለ :
 ይጽሕፉ : እሰማተ : መሐላ : ወእለ : ያደምኑ :
 ገጽሙ : በጊዜ : ምንዳቤያት : እንዘ : ያንጉረ
 ጉሩ : ላዕለ : ፍትሐ : እግዚአብሔር : ወዘየኅ
 ትም : እደሁ : በመርፍእ ።

፬፻፸፬ ሥርዋጽ : ፲፩ : የሐዋርያት : በተባሉ : ቀኖ
 ናት : ውሰጥ : በዚሁ : ተጨምሮ : ተነግሯል :
 ከጳውሎስ : ትእዘዘ : በጅፀኛው : ወራኛ : በገን
 ወይም : በእጃቸው : ጦር : ይዘው : በጎዳና : የሚ
 ቀመጡም : በገን : የሐሰት : ተእምራት : የሚ
 ያወሩ : የመሐላ : እሰማት : የሚጽፉ : በመክራ :
 ጊዜ : በእግዚአብሔር : ፍርድ : እያንተረጉሩ :
 ፊታቸውን : የሚያጠቁሩ : እጁንም : በመርፈ :
 የሚወጋ : ይተው ።

አንቀጽ : ፲፬፻፹፩ ።

በእንተ : ቅዳሴ ።

፬፻፸፩ ድስቅ : ፲፬፻፹፩ : ኒቅያ : ጅወፀዱ : ይደሉ : ከመ :
 ይቋሙ : ውስተ : ቤተ : ክርስቲያን : በዘድ
 እት : ወንጽሕ : ወበንቅሐት : ዐቢይ : ለሰ
 ሚዐ : ነገረ : እግዚአብሔር : በጸሕቅ : ዐቢይ :
 ኮሉ : ለለጅዱ : በበመግርጉ : ዘይደልዎ : በእ

አንቀጽ : ፲፬፻፹፩ ።

ስለ : ቅዳሴ ።

፬፻፸፩ ድስቅ : ፲፬፻፹፩ : ኒቅያ : ጅፀ : በፍጹም : ትጉት :
 የእግዚአብሔርን : ነገር : ለመሰማት : ቡራ :
 እያንዳንዱ : በሚገባው : በእየመነርጉ : በቤተ :
 ክርስቲያን : ውሰጥ : በጸዋታ : በንጽሕና :
 በፍጹም : ንቃት : ሊቆሙ : ይገባል ። በሳማያ

ምሳሌ ፡ ሰማያውያን ፡ ኢጲስቆጶሳት ፡ በቅድመ ፡
 ምሥዋዕ ፡ ከመ ፡ ሠራዕያን ፡ ወአምድጎሪሆሙ ፡
 ቀሳውስት ፡ ከመ ፡ መምህራን ፡ ወሊቀ ፡ ዲያቆ
 ናት ፡ በገበዞ ፡ ወዲያቆናትኒ ፡ እምድጎሪ ፡ ቀሳ
 ውስት ፡ ከመ ፡ ላእካን ። ወኮሱ ፡ ሕዝብ ፡ እም
 ድጎሪሆሙ ፡ ሠራዙት ፡ ውስተ ፡ ሄዱ ፡ መካን ፡
 ባሕተቶሙ ፡ ወለእመ ፡ በሎ ፡ ህዩ ፡ መካን ፡ ዘያ
 ገምሮሙ ፡ ይቁሙ ፡ ሕፃናት ፡ ምስለ ፡ አበዌ
 ሆሙ ፡ ወከማሁ ፡ አንስትኒ ፡ ውስተ ፡ ሄዱ ፡
 መካን ፡ ባሕተቶን ፡ አለ ፡ ቦን ፡ ምት ፡ አምሪዳ ፡
 ገጽ ፡ ወአዋልድኒ ፡ አምሪዳ ፡ ገጽ ። ወለእመ ፡
 አሀሎ ፡ መካን ፡ ለአዋልድ ፡ ይቁማ ፡ ድጎሪ ፡
 አንስት ፡ ወደናግልስ ፡ ወዕቤራት ፡ ይቅድማ ፡
 አምኮሎን ፡ በቀዋምሂ ፡ ወበጸልዮ ።

ውያን ፡ እምሳሌ ፡ ሠራተኞች ፡ አንደመሆና
 ቸው ፡ ኢጲስቆጶሳት ፡ በመንበሩ ፡ ፊት ፡ ቀጥ
 ሎም ፡ አስተማሪዎች ፡ አንደመሆናቸው ፡ ቀሳ
 ውስት ፡ ሊቀ ፡ ዲያቆኑ ፡ በእጠገቡ ፡ ዲያቆና
 ትም ፡ አገልጋዮች ፡ እንደመሆናቸው ፡ ከቀሳ
 ውስት ፡ በኋላ ፡ ከእነርሱም ፡ ቀጥሎ ፡ ሕዝቡ ፡
 ሁሉ ፡ ይቁሙ ። ቀጥሎም ፡ ሕፃናት ፡ ብቻቸ
 ውን ፡ በአንድ ፡ ቦታ ፡ ይቁሙ ፡ ከዚያ ፡ የሚበ
 ቃቸው ፡ ቦታ ፡ ካለ ፡ ሕፃናቱ ፡ ከአባቶቻቸው ፡
 ጋር ፡ ይቁሙ ። አንደዚህም ፡ ባል ፡ ያላቸው ፡
 ሴቶች ፡ ብቻቸውን ፡ በአንድ ፡ ቦታ ፡ ከአንድ ፡
 ፊት ፡ ይቁሙ ፡ ሴቶች ፡ ልጆቹም ፡ ከአንድ ፡
 ፊት ፡ ይቁሙ ፡ ለሴቶች ፡ ልጆች ፡ ቦታ ፡ ባይ
 ኖር ፡ ከሴቶች ፡ በኋላ ፡ ይቁሙ ። ድንግሎቹና ፡
 ባልቱቶቹ ፡ ግን ፡ በመቆምም ፡ በመጸስደም ፡
 ከሁሉ ፡ ይቅድሙ ።

፳፻፸፪ ግንር ፡ ጅወጁቱ ፡ ወነገሥትስ ፡ ይቁሙ ፡ በው
 ግጤ ፡ ምሥዋዕ ፡ ምስለ ፡ ሊቃናት ፡ ጠሠራዕ
 ያን ።

፳፻፸፪ ግንር ፡ ጅጂ ፡ ነገሥታቱ ፡ ግን ፡ ከቤተ ፡ መቅ
 ደሱ ፡ ውስጥ ፡ ከኦለቆቹ ፡ ከቀዳስያን ፡ ጋር ፡
 ይቁሙ ።

፳፻፸፫ ድስቅ ፡ ፲ወፀቱ ፡ ወይኩኑ ፡ ዲያቆናት ፡ ዘያስተ
 ሐምሙ ፡ ከመ ፡ ይባእ ፡ ለለሄዱ ፡ ሄዱ ፡ ውስተ ፡
 መካን ፡ ዘሥሩዕ ፡ ሎቱ ፡ ወየሐውጽዎሙ ፡ ዲያ
 ቆናት ፡ ካዕበ ፡ ለሕዝብ ፡ ከመ ፡ አይያቅሱ ፡
 ወአይኑሙ ፡ አው ፡ ከመ ፡ አይያስሐቁ ፡ አው ፡
 ከመ ፡ አይሳለቱ ፡ አብያጸሆሙ ።

፳፻፸፫ ድስቅ ፡ ፲፪ ፡ ዲያቆናት ፡ እያንዳንዱ ፡ በታዘዘ
 ለት ፡ ቦታ ፡ ይገባ ፡ ዘንድ ፡ የሚያስተናገሩ ፡
 ይሁኑ ፡ ዳግመኛም ፡ ዲያቆናቱ ፡ ሕዝቡን ፡ ያጎ
 ብኛቸው ፡ አንዳይተኙ ፡ አንዳያንጉሳቹ ፡
 ወይም ፡ አንዳይስቁ ፡ ወይም ፡ በባልንጆሮቻ
 ቸው ፡ እንዳይዘብቱ ።

፳፻፸፬ በስ ፡ ፸ወፀቱ ፡ ወዘያስሐቅ ፡ በጊዜ ፡ ቅዳሴ ፡
 ለአመ ፡ ኮን ፡ ካዕን ፡ ኮንኒሁ ፡ ሄዱ ፡ ስባዔ ። ወ
 ለአመ ፡ ኮን ፡ ሕዝባዌ ፡ ይፃኦ ፡ በውኦቱ ፡ ጊዜ ፡
 ወአይትመጠው ፡ አምቀሩርባን ።

፳፻፸፬ በስ ፡ ፸፪ ፡ በቅዳሴ ፡ ጊዜ ፡ የሚሰቅ ፡ ካዕን ፡
 በሆን ፡ ቅጣቱ ፡ አንድ ፡ ሱባኤ ፡ ነው ፡ ሕዝ
 ባዌ ፡ በሆን ፡ በዚያው ፡ ጊዜ ፡ ይውጣ ፡ ሥጋ
 ውንና ፡ ደሙን ፡ አይቀበል ።

፳፻፸፭ ዘ ፲ወጁቱ ፡ ወአይትናገር ፡ ሄዱሂ ፡ ግሙራ ፡
 ውስተ ፡ ምሥዋዕ ፡ ካልኦ ፡ ነገር ፡ ዘአይትፈ
 ቀድ ። ወአበወደ ፡ ምሥዋዕኒ ፡ ካዕበ ፡ ወአይ
 ሙርቅ ፡ ምራቅ ፡ ሄዱሂ ፡ ጠውእቱ ፡ እንዘ ፡ በሎ
 ውስተ ፡ ምሥዋዕ ፡ ዘእንበለ ፡ ዕጸበ ፡ ይዌ ።

፳፻፸፭ ጅጂ ፡ አንዱስ ፡ አንኳ ፡ በቤተ ፡ መቅደስ ፡
 ውስጥ ፡ የማይወደድ ፡ ሌላ ፡ ነገርን ፡ ፈጽሞ ፡
 አይናገር ፡ ሁለተኛም ፡ በመንበሩ ፡ ዙሪያ ፡
 ይኸውም ፡ በቤተ ፡ መቅደስ ፡ ውስጥ ፡ ሳለ ፡
 ነው ፡ አንዱስ ፡ አንኳ ፡ የሚያስጨንቅ ፡ ይዌ ፡
 ሳያገኘው ፡ ምራቁን ፡ አይትፋ ።

፳፻፸፮ በደስ ፡ ፲ወጁቱ ፡ ወአይትናገር ፡ መኑሂ ፡ ግሙራ
 ውስተ ፡ ቤተ ፡ ክርስቲያን ፡ እስመ ፡ ቤተ ፡ እግ
 ዜአብሐርስ ፡ እኮ ፡ ውእቱ ፡ መካን ፡ ነገር ፡
 ዳእሙ ፡ መካን ፡ ጸሎት ፡ ምስለ ፡ ፍርሃት ። ወዘ
 ደትናገር ፡ በቤተ ፡ ክርስቲያን ፡ ይፃኦ ፡ ወአይ
 ትመጠው ፡ በውእቱ ፡ ጊዜ ፡ እምሥጢራት ።

፳፻፸፮ በደስ ፡ ፲፮ ፡ ማንም ፡ በቤተ ፡ ክርስቲያን ፡
 ውስጥ ፡ ፈጽሞ ፡ አይናገር ፡ ቤተ ፡ እግዚአብሔ
 ር ፡ የነገር ፡ ቦታ ፡ አይደለምና ። ከፍርሃት ፡ ጋር ፡
 የጸሎት ፡ ቦታ ፡ ነው ፡ አንጂ ። በቤተ ፡ ክርስቲ
 ያን ፡ የሚናገር ፡ ሰው ፡ ይውጣ ፡ በዚያን ፡ ጊዜ ፡
 ሥጋውንና ፡ ደሙን ፡ አይቀበል ።

፳፻፸፯ በስ ፡ ፲ወፀቱ ፡ ወአይፃኦ ፡ ሄዱሂ ፡ አምቤተ ፡
 ክርስቲያን ፡ ዘእንበለ ፡ በግብር ፡ ዕጹብ ፡ አም

፳፻፸፯ በስ ፡ ፲፪ ፡ ቅዳሴ ፡ ወንጌል ፡ ከተንበበ ፡ በኋላ ፡
 በጭንቅ ፡ ሥራ ፡ ካልሆነ ፡ በቀር ፡ ቅዳሴው ፡

እንቀጽ ፡ ፲፪ ።

ሰለ ፡ ትዳሴ ።

ድኅረ ፡ ተነበ ፡ ወንጌል ፡ ቅዱስ ፡ ዘእንበለ ፡ ያት ፡ ፈጸም ፡ ዕርገተ ፡ ቀርባን ፡ ወበረከተ ፡ ካዞን ፡ ወሰርሖት ።

ሳይፈጸም ፡ ቁሱ ፡ ሳይባርክ ፡ ሳይሰናብት ፡ እን ፡ ዱስ ፡ እንኳ ፡ ከቤተ ፡ ክርስቲያን ፡ እይውጣ ።

፪፻፸፰ ረስጠብ ፡ ጿቱ ፡ ወነሱሉ ፡ ዘይበውእ ፡ ውስተ ፡ ቤተ ፡ ክርስቲያን ፡ ወይሰምዕ ፡ መጻሕፍተ ፡ ወእይቀውም ፡ እስከ ፡ ፍጻሜ ፡ ጸሎት ፡ ያይ ፡ ልዎ ፡ ከመ ፡ ይትሴለይ ።

፪፻፸፱ ረስጠብ ፡ ጿ ፡ ወይቤተ ፡ ክርስቲያን ፡ የሚገባና ፡ መጻሕፍትን ፡ የሚያዳምጥ ፡ ዑሉ ፡ ጸሎቱ ፡ እስ ከፈጸም ፡ ድረስ ፡ የሚያቆም ፡ ከዞን ፡ መለየት ፡ ያገባዋል ።

፪፻፸፱ በደስ ፡ ጠወጁቱ ፡ በሰ ፡ ጿወጁቱ ፡ ወእልባስ ፡ ቅዳሴ ፡ እስ ፡ ይቁድሱ ፡ በቶን ፡ ይኩና ፡ ፀዓድው ፡ በከመ ፡ ያይሉ ፡ ለካዞናት ፡ ወእኮ ፡ ኅብረተ ። ወእግዚእነሃ ፡ ሰበ ፡ ተወለጠ ፡ ኮን ፡ አልባሲሁ ፡ ፀዓዳ ፡ ከመ ፡ ብርሃን ፡ ወበውእቱ ፡ ኅብረ ፡ እር እያ ፡ መላእክትኒ ፡ ያስተርእዩ ፡ ለሰብእ ፡ በእ ንተ ፡ ሠናዶት ፡ ወዝንተኒ ፡ እርእያ ፡ ዘእዘዞሙ ፡ እግዚአብሔር ፡ ለደቱቀ ፡ እስራኤል ፡ ከመ ፡ ያምጽኡ ፡ በውእቱ ፡ ኅበሁ ፡ ዘዕለተ ፡ ተናገ ሮሙ ።

፪፻፸፱ በደስ ፡ ጠጿ ፡ በሰ ፡ ጿጿ ፡ ለካዞናት ፡ እንደሚገባ ፡ የሚቀድሱባቸው ፡ የቅዳሴ ፡ ልብሶች ፡ ነጫዎ ይሁኑ ፡ ዝገርገር ፡ እይደለም ፡ ጌትችንም ፡ በተ ለወጠ ፡ ጌይ ፡ ልብሱ ፡ እንደ ፡ ብርሃን ፡ ነጭ ፡ ዞን ፡ መላእክትም ፡ ሰለ ፡ ደስታ ፡ በዚህ ፡ ቀለም ፡ መልክ ፡ ለሰው ፡ ታዩ ፡ ይኸውም ፡ ልብስ ፡ የእስራኤል ፡ ልጆች ፡ ወደርሱ ፡ ይመጡ ፡ ዘንድ ፡ እግዚአብሔር ፡ በተናገራ ቸው ፡ ጌይ ፡ ያዘበላቸው ፡ ነው ።

፪፻፹ በስ ፡ ለትኩን ፡ ያእቱ ፡ ልብስ ፡ ዘትወርድ ፡ ውስተ ፡ አእጋሪ ፡ ካዞናት ፡ ወዓዲ ፡ ትኩን ፡ ሳዕስ ፡ መታክፍቲሆሙ ፡ መንዲል ፡ ስፍሕት ። ወእልባስ ፡ ቅዳሴሰ ፡ ያንበራ ፡ ውስተ ፡ ቤተ ፡ ሳእክ ፡ ዘቤተ ፡ ክርስቲያን ፡ እው ፡ ውስተ ፡ ቤተ ፡ መዛግብት ፡ ዘመጻሕፍተሃ ፡ ወእይን በራ ፡ በአፍኣ ፡ እምነሃ ። ወእይሠእን ፡ ጅዱሃ ፡ እሣእን ፡ በውሣጤ ፡ ምሥዋዕ ፡ በከመ ፡ ያቤሎ ፡ እግዚአብሔር ፡ ልዑል ፡ ለሙሴ ፡ “ፍታሕ ፡ እሣእኒከ ፡ እምእገረክ ፡ እስመ ፡ መካን ፡ ዘእ ንተ ፡ ትቀውም ፡ ውስቴቱ ፡ ቅዱስ ፡ ውእቱ” ፡ ወከግሁ ፡ ያቤሎ ፡ ካዕበ ፡ ለኢያሱ ፡ ወልደ ፡ ነዌ ፡ ረድኡ ።

፪፻፹ በስ ፡ ያሁች ፡ ልብስ ፡ እስከ ፡ ካዞናት ፡ ተረከዙ ፡ የምትወርድ ፡ ትሁን ፡ ዳግመኛም ፡ ከትክሻ ቸው ፡ ላይ ፡ ሰፊ ፡ ሳንቃ ፡ (ከልጅ) ፡ ትዑን ፡ የሚቀደስባቸውም ፡ አልባሳት ፡ በቤተ ፡ ክር ሰቲያኑ ፡ አገልጋይ ፡ (ገበዝ) ፡ ቤት ፡ ያተ መጡ ፡ ወይም ፡ መጻሕፍቶቹ ፡ ባለብት ፡ በዕቃ ፡ ቤቱ ፡ ያቀመጡ ። ክርሷ ፡ ውቁ ፡ እይቀ መጡ ፡ እንዲሁ ፡ እንኳ ፡ በመቅደስ ፡ ውስጥ ፡ ጫማ ፡ አይጫማ ። ልዑል ፡ እግዚአብሔር ፡ ሙሴን ፡ “ጫማዘን ፡ ከእግርዘ ፡ እውልቅ ፡ እንዳለው ፡ እንተ ፡ የምትቆምበት ፡ ቦታ ፡ ውስ ጡ ፡ ቅዱስ ፡ ነውና” (ዘዐ ፡ ፫ ፡ ፭) እንደዚሁ ፡ ዳግመኛ ፡ ያተመዘሙሩን ፡ የነዌ ፡ ልጅ ፡ እያ ሱን ፡ አለው ። (ኢያሱ ፡ ፭ ፡ ፲፭) ።

፪፻፹፩ በሰ ፡ ጿወጁቱ ፡ ወእይውጥኑ ፡ ጸሎተ ፡ ቅዳሴ ፡ ዘእንበለ ፡ ያትገብእኡ ፡ ነሱ ፡ ሕዝብ ።

፪፻፹፩ በሰ ፡ ጿጿ ፡ ሕዝቡ ፡ ዑሉ ፡ ሳይስበስቡ ፡ የቅ ዳሴውን ፡ ጸሎት ፡ እይጀምሩ ።

፪፻፹፪ ረስጠብ ፡ ሃወጁቱ ፡ ወይዑር ፡ ዲያቆን ፡ ቀርባን ፡ እስከ ፡ ምሥዋዕ ። ወለእመ ፡ ኮን ፡ ኤጲስቆጶስ ፡ ውእቱ ፡ ዘይቁድሰ ፡ ያቁሙ ፡ ቀሳውስት ፡ በየ ማኑ ፡ ወበፀጋሙ ፡ በእምሳለ ፡ አርዳኢሁ ።

፪፻፹፪ ረስጠብ ፡ ሃፂ ፡ እስከ ፡ ቤተ ፡ መቅደስ ፡ ድረስ ፡ ዲያቆኑ ፡ ኅብስቱን ፡ ያሸከም ፡ የሚቀድሱሙ ፡ ኤጲስቆጶሱ ፡ ዘዞን ፡ በደቀ ፡ መዛሙርቱ ፡ እም ሳል ፡ ቀሳውስቱ ፡ በቀኑና ፡ በግራው ፡ ያቀሙ ።

፪፻፹፫ ዘኒቅያ ፡ ወእይደልዎ ፡ ለቀሲሰ ፡ ከመ ፡ ያቀ ድስ ፡ ቀርባን ፡ ዘእንበለ ፡ ዲያቆን ፡ ዘይዜን ምሙ ፡ ለሰብእ ፡ ጸሎተ ። ወይሰብክ ፡ ለሙሙ ፡ በፍርሃት ፡ ወክብር ፡ ወይኩን ፡ ዘይሰምዖሙ ፡ በዜንዎቱ ።

፪፻፹፫ ዘኒቅያ ፡ ቁሱ ፡ በፍርሃት ፡ በክብር ፡ የሚሰብከሱ ቸውን ፡ ለሰዎችም ፡ ጸሎቱን ፡ የሚነግራቸውን ፡ ዲያቆኑን ፡ ሳይዝ ፡ መቀደስ ፡ እይገባውም ፡ በሰብኩቱም ፡ የሚያሰማቸው ፡ ያሁን ።

፪፻፹፬ ድስቅ ፡ ጠወጁቱ ፡ ጸወፂቱ ፡ ዘ፲ወጁቱ ፡ ወይው

፪፻፹፬ ድስቅ ፡ ጠጿ ፡ ጸፂ ፡ ፲፪ ፡ ቅዳሴውን ፡ በምስጋና

ጥን ፡ ቅዳሴ ፡ በጸሎተ ፡ እኩቴት ፡ ወእምድ ፡ ጎረ ፡ ዝንተ ፡ ይበል ፡ ትርጓሜ ፡ ቃለ ፡ መጻሕ ፡ ፍት ፡ ቅዳሳት ፡ ወእምዝ ፡ ይዙር ፡ ቀሲስ ፡ ጎብ ፡ ስተ ፡ ወጽዋቦ ፡ እኩቴት ፡ ወየእጎዝ ፡ ኤጲስ ፡ ቆጶስ ፡ ማዕጠንተ ፡ ወደዑድ ፡ ቦቱ ፡ ቦውደ ፡ ምሥዋዕ ፡ ቺተ ፡ ጊዜያተ ፡ በእንተ ፡ ሥሎስ ፡ ቅዳሴ ፡ ወየሀብ ፡ ማዕጠንተ ፡ ዕጣን ፡ ለቀሲስ ፡ ከመ ፡ ይዑድ ፡ ባቲ ፡ ሳዕለ ፡ ሁሉ ፡ ሕዝብ ፡

፱፻፹፭

ወሶበ ፡ ፈጸሙ ፡ ዘምር ፡ ሰያንብቡ ፡ ዲያቆናት ፡ ክፍላተ ፡ እመልእክታተ ፡ ሐዋርያት ፡ ወስብሐ ታተ ፡ እመዝሙራት ፡ ወእምድጎረ ፡ ዝንቲ ፡ ያንብቡ ፡ ወንጌል ፡ ቅዳሴ ፡ ወኹሎሙ ፡ ሕዝብ ፡ እንዘ ፡ ይቀውሙ ፡ በእርምም ፡ ወዘያንብብስ ፡ ይኩን ፡ ቀሲስ ፡ እው ፡ ዲያቆን ፡

፱፻፹፮

በሰ ፡ ሻወዘቲ ፡ ወሶበ ፡ ፈጸሙ ፡ አንብዞተ ፡ ወንጌል ፡ ለእመ ፡ ሀሎ ፡ ኤጲስቆጶስ ፡ የእጎዝ ፡ በእደሁ ፡ ወንጌል ፡ ወደንግርሙ ፡ ለሕዝብ ፡ ትርጓሜሁ ፡ በምዕራፋቲሁ ፡ ዘተነበ ፡ ወለእመ ፡ ኢሀሎ ፡ ኤጲስቆጶስ ፡ ይግበር ፡ ዘንተ ፡ ቀሲስ ፡ ዘየእምር ፡ ተርጉሞቶ ፡

፱፻፹፯

ዘቆርንቆስ ፡ ሻወዘቲ ፡ ወሶበ ፡ ትትናጎሩ ፡ ነገረ ፡ በልሳን ፡ ካልእ ፡ ወኢትተረጉምም ፡ እፎ ፡ ይት ፡ አመር ፡ ዘትብሉ ፡ አንትሙስ ፡ አሜሃ ፡ ትከ ፡ ውኑ ፡ ከመ ፡ ዘይትናገር ፡ ምስስ ፡ ነፋስ ፡ ዘ፲ወ ፡ ቋቲ ፡ ወይትናጎሩ ፡ ለለክዱ ፡ ክዱ ፡ ወይተርጉም ፡ ሎቲ ፡ ካልእ ፡ ወለእመስ ፡ ኢሀሎ ፡ ዘይተረ ፡ ጉም ፡ ያርምም ፡ ውስተ ፡ ቤተ ፡ ክርስቲያን ፡ ዝኩ ፡ ዘይትናገር ፡ በልሳን ፡ ካልእ ፡

፱፻፹፰

ድስቅ ፡ ሻወዘቲ ፡ ወእምድጎረ ፡ ትርጓሜ ፡ ወን ፡ ጌል ፡ ይጸለ ፡ ወያስተብቀዕ ፡ በእንተ ፡ ድወ ፡ ያን ፡ ወነጋደያን ፡ ወምንዲባን ፡ በእንተ ፡ ነፋ ፡ ሳት ፡ ወፍሬያት ፡ ወነገሥት ፡ ወበእንተ ፡ እለ ፡ ፍሙ ፡ ወበእንተ ፡ እለ ፡ ያበውኡ ፡ ቀርባናተ ፡ ውስተ ፡ ቤተ ፡ ክርስቲያን ፡ ወእለ ፡ የሐንጽዋ ፡ ወበእንተ ፡ ንኡስ ፡ ክርስቲያን ፡ ወሰላመ ፡ ቤተ ፡ ክርስቲያን ፡ ጉባኤ ፡ ወበእንተ ፡ ኤጲስቆጶሳት ፡ ወሥዩማን ፡ ካዘናት ፡ ወማሳበረ ፡ ሕዝብ ፡

፱፻፹፱

ወደቀድስ ፡ ኤጲስቆጶስ ፡ ወውእቲ ፡ እንዘ ፡ ቅወም ፡ ንበ ፡ ምሥዋዕ ፡ ወመንጠላዕትኒ ፡ እንዘ ፡ ስፍሕት ፡ ወበውጣጢሃ ፡ ቀሳውስት ፡ ወዲያቆናት ፡ በውዳ ፡ ወደረውሐ ፡ በመራሙሕ ታት ፡ በእምሳለ ፡ እክናራ ፡ ኪፍቤል ፡

ረስጣ ፡ ሻወዘቲ ፡ ወይቀሙ ፡ ቺቲ ፡ ዲያቆናት ፡

ጸሎት ፡ ይጀምር ፡ ከዚህም ፡ በኋላ ፡ የትዱሳት ፡ መጻሕፍትን ፡ ቃለ ፡ ትርጓሜ ፡ ይበል ፡ ከዚህ ፡ በኋላ ፡ ቁሱ ፡ ንብስቲንና ፡ የምስጋናውን ፡ ጽዋ ፡ ይያዝ ፡ ኤጲስቆጶስም ፡ ማዕጠንቲን ፡ ይዞ ፡ ስብሐት ፡ ወክብር ፡ ለሥሎስ ፡ ቅዳሴ ፡ እያለ ፡ ቺ ፡ ጊዜ ፡ ቤተ ፡ መቅደሱን ፡ ይዙር ፡ የዕ ፡ ጣንን ፡ ማዕጠንት ፡ ለቁሱ ፡ ይሰጥ ፡ ሕዝቡን ፡ ሁሉ ፡ ያጥንባት ፡ ዘንድ ፡

፱፻፹፭

ምስጋናውን ፡ ከፈጸሙ ፡ በኋላ ፡ ዲያቆናት ፡ ከሐዋርያት ፡ መልእክት ፡ ከፍለው ፡ ያንብቡ ፡ ከመዝሙራትም ፡ ምስጋና ፡ ይሰበኩ ፡ ከዚህ ፡ በኋላ ፡ ቅዳሴ ፡ ወንጌልን ፡ ያንብቡ ፡ ሕዝቡም ፡ ሁሉ ፡ በዞሃቲ ፡ ቱመው ፡ ሳለ ፡ የሚያነበው ፡ ግን ፡ ቁስ ፡ ወይም ፡ ዲያቆን ፡ ይዑን ፡

፱፻፹፮

በሰ ፡ ሻወ ፡ ወንጌሉን ፡ አንብበው ፡ ከፊራሲ ፡ በኋላ ፡ ኤጲስቆጶስ ፡ በኖር ፡ ወንጌሉን ፡ በእጁ ፡ ይዞ ፡ ከተነበበው ፡ ምዕራፍ ፡ ውስጥ ፡ ትርጓ ፡ ሜውን ፡ ለሕዝቡ ፡ ይንገራቸው ፡ ኤጲስቆጶስ ፡ ባይኖር ፡ ትርጉሙን ፡ የሚያውቀው ፡ ቁስ ፡ ይሰበክ ፡

፱፻፹፯

ቆርንቆስ ፡ ሻወ ፡ በሌላ ፡ ቋንቋ ፡ ነገርን ፡ ብትነጋ ፡ ጎሩ ፡ ባትተረጎሙትም ፡ የምትሉት ፡ እንደታት ፡ ይታወቃል ፡ እናንተ ፡ ግን ፡ ያንጊዜ ፡ ከነፋስ ፡ ጋር ፡ እንደሚነጋገር ፡ ትዘናላችሁ ፡ ሻወ ፡ እያን ፡ ዳንዳቸው ፡ በተራ ፡ ይናገሩ ፡ ሌላው ፡ ይተርጉ ፡ ምለት ፡ የሚተረጎም ፡ ባይኖር ፡ ግን ፡ በሌላ ፡ ቋንቋ ፡ የሚናገረው ፡ ያ ፡ በቤተ ፡ ክርስቲያን ፡ ውስጥ ፡ ዝም ፡ ይበል ፡

፱፻፹፰

ድስቅ ፡ ሻወ ፡ ወንጌል ፡ ከተተረጎመ ፡ በኋላ ፡ ይጸልዩ ፡ ስለ ፡ ሕመምተኞቻችን ፡ ስለ ፡ መንገድ ፡ ኞቹ ፡ ስለተቸገሩት ፡ ስለ ፡ ነፋሳትና ፡ ስለ ፡ ፍሬዎች ፡ ስለ ፡ ነገሥታት ፡ ስለ ፡ ሞቱት ፡ ለቤተ ፡ ክርስቲያን ፡ መባዕ ፡ ስለሚሰጡትና ፡ ስለ ፡ ሚያንጹት ፡ ስለ ፡ ንዑስ ፡ ክርስቲያን ፡ ስለ ፡ እንዲት ፡ ቤተ ፡ ክርስቲያን ፡ ጽዮታ ፡ ስለ ፡ ኤ ፡ ጲስቆጶሳቲና ፡ ስለ ፡ ሹማምቲ ፡ ካዘናት ፡ ስለ ፡ ሕዝቡም ፡ እንድንት ፡ ይማልድ ፡ ኤጲስቆጶ ፡ ሱ ፡ ይኸውም ፡ በመንበሩ ፡ ፊት ፡ ቀም ፡ መጋረ ፡ ጃውም ፡ ተጋርዶ ፡ ይቀድስ ፡ በውስጡ ፡ ቀሳ ፡ ውስት ፡ በኩሪያዋ ፡ ዲያቆናት ፡ በኪሩቤል ፡ ክንፍ ፡ እምሳል ፡ በመነሳንስ ፡ ይከልክሉ ፡

፱፻፹፱

ረስጣ ፡ ሻወ ፡ ሁለት ፡ ዲያቆናት ፡ በመንበሩ ፡

አንቀጽ : ፲፪ =

ሰለ : ትጻሴ =

በገበዋተ : ምሥዋፅ : ወየአኅዙ : መራውሕታተ
ዘግቡራት : እምግብር : ልሙጽ : ወይስድዱ :
ጽንጽንደተ : ንኡሳነ : ከመ : አይደቅ : እምኔ
ሆሙ : ምንትኒ : ውስተ : ጽዋፅ =

፬፻፶ ደስቅ : ፲ወፀቱ : ወዲያቆን : ደቀም : ምሰለ :
ሊቀ : ካህናት : ለተልእኮቱ : ወይበል : ለሕ
ዝብ : ዘእንደገ : መኑሂ : ማእከሌቡ : ወማእ
ከለ : በጼ : ጽልሑተ : ወእእድልም : አይቅ
ራብ :: ወእምዝ : ይበል : ለለፅዱ : እምነ :
አይው : ስዕመተ : ሰላም : ንጽሕተ : ወእምድ
ኅረ : ዝንቱ : ይትአምኑ : በበይናቱሆሙ :
ነሎሙ : እደው : በእምነ : ንጽሕት =

፬፻፺፩ ረስጣ : ፻ወቹቱ : ፴ወፀቱ : ፶ወቹቱ : ወየእምነ :
አንሰት : አንስተ : ወእየእምኑ : እደው : አን
ስተ : ወያምጽእ : ዲያቆን : ማየ : ወይትሐበቡ :
ካህናት : እደዋዘሙ : ወይበል : እለ : ኢትቀ
ርቡ : ዓእ =

፬፻፺፪ ደስቅ : ፲ወፀቱ : ወእምድኅረ : ዝንቱ : ያስተብ
ቀሶ : ሊቀ : ካህናት : በእንተ : ሕዝብ : ወይፈ
ጽም : ቅዳሴ : ወነሎሙ : ሕዝብ : ቅወማኒ
ሆሙ : ይጸልዩ : በሀድእት =

፬፻፺፫ በስ : ፶ወፀቱ : ወእስ : ይዜምኑ : በውስተ :
ምሥዋፅ : እይዘምኑ : በትኑግሶት : አላ : በል
ባዌ =

፬፻፺፬ ዘ ፶ወፀቱ : ወይክፍል : ሥጋ : በሀድእት : በበ
ክፍል : ወይትዐቀብ : ከመ : አይደቅ : እም
ኔቡ : ምንትኒ : ወይክፍል : በዓቅም : ከመ :
አይኩን : ንኡስ : ወእቢዘየ : አላ : ምልእ :
አፋቡ : ስዐይትሚጠም : ወከመ : ይክበል :
አቡዶቶ : ማእከለ : አፋቡ : ወይኩን : ለለፅዱ :
ባሕርየ : ኅብስት : ክፍል : እምኔቡ : ትእምርተ
መስቀል : ቅዱስ : ዲቢቡ : በእምሳለ : መስ
ቀል : ክቡር : ወቅዱስ =

፬፻፺፭ ዘ ፶ወፀቱ : ወሶበ : ተራጸመት : ጸሎት : ነሎን
ታሃ : ይትአመኑ : ቀላውስት : በስመ : ሥላሴ :
ወይጽርኑ : ነሎሙ : ሕዝብ : ኅቡረ : ወይ
በሉ : ሕዝብ : አሚን : ንእምን : ወይበል :
ቀሲስ : በአፈ : ዲያቆን : ስዐኑ : ንጽሕ : ይን
ግእ : እምቀርባን : ወዘኢኮን : ንጽሕ : አይን
ግእ : እምኔሃ : ከመ : አይባይ : በእሳተ : መለ
ኮት : መዘበ : ስቅፍት : ምሰለ : በጼ : መዘበ :
ውስቱቱ : ሕሊና : ዝሙት : ወሰኪር : መዘኢን

አጠገብ : ይቀመ : ከልዝብ : ሐር : የተሠሩ :
መናሳንሶች : ይዘው : ከእንርሱ : ምንም : ወደ :
ሶዋው : እንዳይወድቅ : ትናንሾቹን : ዝንቦች :
ያባርሩ =

፬፻፶ ደስቅ : ፲፪ : እርሱን : ለማገልገል : ዲያቆን :
ከሊቀ : ካህናቱ : ጋር : ይቀም : ለሕዝቡም :
እንዲህ : ይበል : በርሱና : በባልንጀራው : መካ
ከል : ቂም : በቀልን : ማዳላትን : ያልተወ :
ማንም : እይቀራብ : ይበል : ከዚህ : በኋላ :
ከወንዶች : ወገን : ለእያንዳንዱ : ንጽሕ : ሰላ
ምታ : (ተሰጣው) : እጅ : ተነግሱ : ይበል :
ከዚህ : በኋላ : ወንዶች : ሁሉ : እርስ : በርሳ
ቸው : በንጽሕ : ሰላምታ : እጅ : ይነግሱ =

፬፻፺፩ ረስጣ : ፻፲ : ፴፪ : ፶፫ : ሴቶች : ሴቶችን : እጅ :
ይንሡ : ወንዶች : ሴቶችን : እጅ : እይንሡ :
ዲያቆን : ሙን : ያምጣ : ካህናቱም : እጃቸውን :
ይታጠቡ : የማትቆርቡ : ውጡ : ይበል =

፬፻፺፪ ደስቅ : ፲፪ : ከዚህ : በኋላ : ሊቀ : ካህናቱ : ስለ :
ሕዝቡ : ይማልድ : ቅዳሴውንም : ይጨርስ :
ሕዝቡም : ዑሱ : በጽዮታ : ቁመው : ይጸልዩ =

፬፻፺፫ በስ : ፶፱ : በዚተ : መቅደሱ : ውስጥ : የሚያ
መሰግኑት : ለተርእዮ : እያመሰግኑ : ልብ :
በማድረግ : ነው : እንጂ :

፬፻፺፬ ፶፱ : በጽዮታ : ሥጋውን : በእየክፍሉ : ይክ
ራለው : ከርሱ : ምንምን : እንዳይነጥብ : ይጠ
በቅ : ትንሽም : ትልቅም : እንዳይሆን : በልክ
ይክፈለው : በሚቀበሉው : ሰው : እፍ : ልክ :
ይቡን : እንጂ = በእፋ : መካከል : ማዘዋወር :
ይችል : ዘንድ : እያንዳንዱ : በተከፈለው : ኅብ
ስት : ላይ : ቅዱስ : በሆነው : መስቀል : እም
ሳል : ትእምርተ : መስቀል : ያለበት : ይቡን =

፬፻፺፭ ፶፯ : ጸሎቱ : ዑሱ : ከተፈጸመ : በኋላ : ቀሳው
ስት : ሦስት : ጊዜ : ንእምን : ንእምን : ንእምን :
ይበሉ : ሕዝቡም : ዑሱ : እየጮኹ : እሚን :
እናምናለን : ይበሉ = ቁሱ : በዲያቆን : እፍ :
ንጽሕ : የሆነ : ሥጋውንና : ደሙን : ይቀበል :
ይበል : በእሳተ : መለኮት : እንዳይቀጠል :
ንጽሕ : ያልሆነ : ከርሷ : እይቀበል : ይበል =
ከወንድሙ : ጋር : ቂም : በቀል : ያለበት : የዘ
ሙት : የሰነር : አሳብ : በውስጡ : ያለበት :

አንቀጽ : ፲፫ ።

በረ : በጥንተ : ቅዳሴ : አይቅረብ ።

፱፻ ፺፮ ክርስብ : ወአይደልዎ : ለቀሲስ : ዘኢነበረ : በጥንተ : ቅዳሴ : ከመ : ይትመጠው : ቀኅርባን : አው : ይንግእ : በእዳዎ : እምሥጋ : ቅዱስ : ወናው : ንቡር : በቤተ : ክርስቲያን : ቅብጣ ዊት : ቺቲ : ቅዳሴያት : ዘባሰልዮስ : ወንርንር ዮስ : ወቄርሎስ : ወተገብሮት : ኪያዮሙ ።

ሰለ ቀኅርባን ።

ቅዳሴው : ሲጀመር : ያልነበረ : አይቅረብ : ይበል ።

፱፻ ፺፮ ክርስብ : ቅዳሴው : ሳይጀመር : ያልነበረ : ቁስ : ሥጋውንና : ደሙን : ወይም : ቅዱስ : ሥጋውን : በእጁ : አንሥቶ : መቀበል : እይገ ዛውም : አነሆ : በግብጽ : ቤተ : ክርስቲያን : የባሰልዮስ : የንርንርዮስ : የቄርሎስ : ቺት : ቅዳ ሴዎች : ተጽፈዋል : እነሱን : መቀደስ : ነው ።

አንቀጽ : ፲፬ ቶቲ ።

በአንቀ : ቀኅርባን ።

፱፻ ፺፯ ረስጠብ : ፀቲ : አይብእ : ካዘን : ውስተ : ምሥ ዋሶ : ቅዱስ : መዓረ : ወእሐሊበ : ወአይፈ : ወአሥጋ : እንሰሳ : ካልእ ። እመቦ : ካዘን : ዘቦእ : በምንትኒ : ዘእንበለ : ዘአዘዞ : አግ ዚአ : ይትመተር : ዘእንበስ : ዘይት : ንጹሕ : ስኦብርዮ : ወሶጣን : በጊዜ : ቅዳሴ : ንጹሕ ።

፱፻ ፺፰ ጴዮ : ረስጠጅ : ቺቲ : ወአይሶርጉ : ላሶስ : ምሥ ዋሶ : ዘእንበስ : ጎብስተ : ሥርናይ : ንጹሕ : ወማየ : ወዶን : ንጹሕ : ወአይወልጡ : ወዶን : በምንትኒ : እምአምያስ : ዘያሰክሩ : ወዘይትግ በሩ : በእሳት ። ወያብእ : ካሶበ : ፍራ : ስዊት : በጊዜው : ወአስካስ : ወዶን : እመ : በዓሉ : ዘቀ ዳሚ : ብጽሐቲ ።

፱፻ ፺፱ በስ : ፺፱፻ ቶቲ : ወይኩን : ቀኅርባን : እምንዋየ : ቤተ : ክርስቲያን ። ወለአመሰ : አልባቲ : ንዋይ : ዘይገብር : ወያስተዳልወ : እምዘአ ብኡ : ውስቲታ ።

፳፻ ድስቅ : ፴፱፻ ቶቲ : ወያሶርጉ : ቀኅርባን : በኩሉ : ሰሙን : በሶስተ : እሐድ : ወረቡሶ : ወዓርብ : ወሰንበት : ወበሶለተ : በዓላት : አመ : የጎብር : በውስተ : ማእከሳ ።

፳፻፩ ዘጳወጅዱ : ወአይሶርጉ : ቀኅርባን : እንበለ : ቀኅርባን : ምእመናን : ወአይትወክፉ : መባ እሙ : ለጸረፍያን : ወለቀታልያን : ወዘማው ያን : ወመጠዓውያን : ወሰራቅያን : ወገባርያን : ጣዖታት : ወሰካርያን ። ወለእስ : ያጽዕቁ : ላሶለ : ሶቤራት : ወእንለ : ማውታ : ወመጸብ ሐን : ወሀደድያን : ወዓማዕያን ። ወእምን : ሐራ እለ : የሀውኩ : ነዳያን : ወእስ : ይሞቅሕምሙ : ለሰብእ : በዓመፃ : ወእለ : ያቀንዩ : አግብርቲ ሆሙ : ቅንዩተ : እኮየ : ወእለ : የሐሥሙ : ላሶ

አንቀጽ : ፲፫ ።

ሰለ : ቀኅርባን ።

፱፻ ፺፯ ረስጠብ : ፀ : ካህኑ : ወደቤተ : መቅደስ : መዓር ወተት : ምፍ : ሌላም : የእንሰሳ : ሥጋ : አዩ ግባ ። ጌታ : ካዘዘው : በቀር : ማናቸውንም : ይዞ : የገባ : ካዘን : በኖር : ይሻር ። ስማብራት : ከንጹሕ : ዘይትና : በቅዳሴ : ጊዜም : ከንጹሕ : ሶጣን : በቀር ።

፱፻ ፺፰ ጴዮ : ረስጠጅ : ቺ : ንጹሕ : ከሆን : ከስንዴ : ንጹሕ : ከሆንም : ከወደን : በቀር : በቤተ : ክርስ ቲያን : አይሠወ : በእሳት : ከሚሰስሉ : ከሚያ ሰክሩ : መጠላች : ወገን : በማናቸውም : ወይ ኑን : እይለውጡ ። ዳግመኛም : በመጀመሪያ : ጊዜ : የደረሰውን : የወደን : ዘለላ : የእሸቲን : ፍራ : ያግቡ ።

፱፻ ፺፱ በስ : ፺፱፻ ቀኅርባን : ከቤተ : ክርስቲያን : ገን ዘብ : ይሁን : ገንዘብ : ባይኖራት : ግን : ከአስ ገቡት : ወገን : አዘጋጅተው : ይሠወ ።

፳፻ ድስቅ : ፴፱፻ : በሳምንተ : ሁሉ : እሐድ : ረቡ ሶና : ዓርብ : ቅዳሚ : በመካከል : በዓል : በዋስ : ጊዜ : በበዓላት : ቀን : መሥዋዕት : ይሠወ ።

፳፻፩ ሸ፩ : ከደጋጎቹ : ምእመናን : ቀኅርባን : በቀር : መሥዋዕት : አይሠወ : የተሳዳቢዎችን : የነ ፍስ : ገዳዮችን : የሴሶኞችን : የጣዖት : እምላኪ ዎችን : የሌሎችን : ጣዖት : የሚሠሩትን : የሰካ ራዎችን : ባልቲቶችንና : ድሀ : አደጎችን : የሚያስቸግሩትን : የቀራጮችን : የቀማኞችን : የዓመፀኞችን : መባዕ : እይቀበሉ ። ድሆችን : የሚያስቸግሩ : ጭፍሮች : በግድ : ሰዎችን : ከሚያስቸግሩ : ባሮኞቻቸውን : በክፋ : አገ ዛዝ : ከሚገዟቸው : ክፋትም : ከሚያደርጉባ

አንተጽ ፡ ፲፫ ።

ሰለ ፡ ቀርባን ።

ሌላው ፡ ወአለ ፡ ይዲምቡ ፡ በግፍፅ ። ወንጋድ
ያን ፡ እለ ፡ ይሠድጡ ፡ ቶሲሐሙ ፡ ማየ ፡ በወ
ይን ። ወነሎሙ ፡ በላውያን ፡ ሕግ ፡ አስመ ፡
እግዚአብሔር ፡ ይሚንን ፡ መሥዋዕተ ፡ ረሲ
ዓን ፡ በከመ ፡ ይቤ ፡ ስሎሞን ፡ ጠቢብ ።

ቸው ፡ በግፍ ከሚበድሉ ፡ ሰዎች ፡ ወገን ፡ መባዕ
(መሥዋዕት) ፡ አይቀበሉ ። ከወይኑ ፡ ውሀ ፡
ጨምረው ፡ ከሚሸጡ ፡ ነጋዴዎች ፡ ሕግን ፡
ከሚያፈርሱ ፡ ሁሉ ፡ አይቀበሉ ። ብልሁ ፡ ሰሎ
ሞን ፡ እንደተናገረ ፡ እግዚአብሔር ፡ ይኃጢአተ
ኞችን ፡ መሥዋዕት ፡ ይጸደፋልና ። (ምሳ ፡ ፲፭ ፡
፳) ።

፳፻፪ ደብዳቤ ፡ ሕግ ፡ እትሚጥ ፡ ብኮርናክ ፡ አ ፡ ካህን ፡
በተመዳዎተ ፡ ምንትኒ ፡ እምዘውአቲ ፡ ዘልው ፡
ላዕለ ፡ ሰልውቱ ።

፳፻፪ ኒቅያ ፡ ሕግ ፡ ካህን ፡ ሆይ ፡ በከህደት ፡ ካለ ፡ ሰው ፡
ምንምን ፡ በመቀበል ፡ መግርግህን ፡ አትሸጥ ።

፳፻፫ ደብዳቤ ፡ ሕግ ፡ ወአትትወክፍ ፡ ካዕበ ፡ ቀርባ
ናተ ፡ ስዲዳን ፡ እለ ፡ አስረቶሙ ፡ ቤተ ፡ ክርስ
ቲያን ።

፳፻፫ ኒቅያ ፡ ሕግ ፡ ዳግመኛም ፡ ቤተ ፡ ክርስቲያን ፡
አውግዛ ፡ የለዩቸቸውን ፡ ሰዎች ፡ መሥዋዕት ፡
አትቀበል ።

፳፻፬ ደብዳቤ ፡ ሕግ ፡ ሕግ ፡ ሕግ ፡ ሕግ ፡ ወአይቅ
ረብ ፡ አንበለ ፡ ምእመናን ፡ ወዘኢተሰደ ።

፳፻፬ ደብዳቤ ፡ ሕግ ፡ ሕግ ፡ ሕግ ፡ ሕግ ፡ ከምእመናንና ፡
ካልተወገዘ ፡ ሰው ፡ በቀር ፡ አይቀረብ ።

፳፻፭ ደብዳቤ ፡ ሕግ ፡ አመባ ፡ አምእመናን ፡ ዘኮን ፡
ውጉዘ ፡ ምስለ ፡ አፍአውያን ፡ ለአመ ፡ ቀርበት ፡
ዕለተ ፡ ሞቱ ፡ አይክልእም ፡ ቀርባን ። ወለአመ
ጥዕዩ ፡ አምደዋው ፡ ይሳተፍ ፡ ምስለ ፡ ምእመ
ናን ፡ በጸሎት ፡ ወአይትመዋጥ ፡ ኅዘ ፡ መግርግ ፡
አፍአውያን ።

፳፻፭ ደብዳቤ ፡ ሕግ ፡ ሕግ ፡ ሕግ ፡ ሕግ ፡ ከምእመናንና ፡
ካልተወገዘ ፡ ሰው ፡ በቀር ፡ አይቀረብ ።
ዕንቁራ ፡ ፲፭ ፡ ከምእመናን ፡ ወገን ፡ ከተወገዙ ፡
ሰዎች ፡ ጋር ፡ የተወገዘ ፡ ሰው ፡ በኖር ፡ የሚሞ
ትበት ፡ ቀን ፡ በደርስ ፡ ሥጋውንና ፡ ደሙን ፡
አይክልከሉት ። ከደዋው ፡ በደን ፡ ከምእመናን
ጋር ፡ በጸሎት ፡ ይገናኝ ። ወደ ፡ ተወገዙት ፡
ሰዎች ፡ ቢታ ፡ አይመለስ ።

፳፻፮ ዲሞ ፡ ወለዘአኅዞ ፡ ጋኔን ፡ ለአመ ፡ ኮን ፡ ዘአይ
ፀርፍ ፡ ወዘአይሴውኖ ፡ ምራቆ ፡ እምድገረ ፡
ተንጽሐቱ ፡ የዐብዎ ፡ ቀርባን ፡ በበዓላት ።

፳፻፮ ዲሞ ፡ ጋኔን ፡ የያዘው ፡ ሰው ፡ የማይሳደብ ፡
ከጣሰውም ፡ በኋላ ፡ ምራቁን ፡ የማይሰላግገው ፡
ከሆን ፡ በበዓላት ፡ ቀን ፡ ሥጋውንና ፡ ደሙን ፡
ያቀብሉት ።

፳፻፯ ደብዳቤ ፡ ሕግ ፡ ወደጽሐፍ ፡ ዲያቆናት ፡
ኩሎ ፡ ዕለተ ፡ አስማቲያሙ ፡ ለአለ ፡ አምጽእ ፡
ቀርባን ፡ እመ ፡ ኮን ፡ ሕያዋን ፡ አው ፡ ምወ
ታን ፡ ከመ ፡ ይዘክርምሙ ፡ በጊዜ ፡ ጸሎት ፡ ወእ
ንብቦ ፡ ወይኩን ፡ መዘምራን ፡ ውስተ ፡ ውሳጢ ፡
መንጠላዕት ፡ ወነሱ ፡ ሕዝብ ፡ ኅዘረ ፡ ይሰ
አሉ ፡ ሎሙ ።

፳፻፯ ደብዳቤ ፡ ሕግ ፡ ዲያቆናት ፡ መባዕ ፡ የሚያመጡ
ትን ፡ ሰዎች ፡ ስም ፡ ሁልጊዜ ፡ ይጸፉ ፡ ሕያዋን ፡
ወይም ፡ ሙታንም ፡ ቢሆኑ ፡ በጸሎትና ፡ በድ
ጋም ፡ ጊዜ ፡ ይጠሯቸው ፡ ዘንድ ፡ መዘምራ
ኑም ፡ በመጋረጃው ፡ ውስተ ፡ ይሁኑ ፡ ሕዝቡ ፡
ሁሉ ፡ ይለምኑላቸው ።

፳፻፰ ረስጣ ፡ ሕግ ፡ ወይኩን ፡ ኅብስተ ፡ ቀርባን ፡ ዘያዐ
ርጉ ፡ ላዕለ ፡ ምሥዋዕት ፡ ኅብስተ ፡ ዕለት ፡ ወአይ
ቢት ፡ ለጊወም ፡ ወይክፍልም ፡ በዕለቱ ፡ ወአ
ያትርፍ ፡ እምኔው ፡ ምንትኒ ፡ ለዕለት ፡ ካል
አት ። ዘስ ፡ ኃወጃቱ ፡ ወአይኩን ፡ ዘቡቱ ፡ ንቅ
ዓት ፡ እላ ፡ ድኑን ፡ እምነውር ።

፳፻፰ ረስጣ ፡ ሕግ ፡ ቢታቦቱ ፡ ላይ ፡ የሚሠወትን ፡
መሥዋዕት ፡ ሰለቱን ፡ ያዘጋጁት ፡ ያውን ፡ ለነ
ገው ፡ አይደር ፡ ዕለቱን ፡ ያክፈሉት ፡ ለሌላው ፡
ቀን ፡ ክርሱ ፡ ምንም ፡ አያትርፍ ፡ (አያሳድሩ) ።
ዘስ ፡ ፲፭ ፡ መሥዋዕቱ ፡ ንታት ፡ ያለበት ፡ አይ
ሁን ፡ ነውር ፡ የሌለበት ፡ ያውን ፡ አንጂ ።

፳፻፱ ዘኃወዘቱ ፡ ወይያይዎ ፡ ለወይን ፡ ውስተ ፡
ጽዋዕ ፡ ወይስተሐያጹ ፡ ወአያዕርጉ ፡ እምኔው ፡
ዘእንበለ ፡ ሰአመ ፡ አኮን ፡ ጽሩዩ ፡ ወንጽሐ ።

፳፻፱ ኃዘ ፡ ወይኩን ፡ ወይ ፡ ጽዋው ፡ ውስተ ፡ ያገልብ
ሙት ፡ ይመልከቱትም ፡ አርሱ ፡ ንጹሕ ፡ ጥሩ ፡
ካልሆነ ፡ በቀር ፡ አይሠወ ።

፳፻፲ የወጃቱ ፡ ወዘይወርዕ ፡ ጽዋዕ ፡ አይያይዎ ፡ ወይን ፡
ብሉዩ ፡ ወአይቶስሕ ፡ ማየ ፡ ብዙኅ ፡ ዘይፈይ

፳፻፲ የ፪ ፡ ጽዋውን ፡ የሚያዘጋጁው ፡ ሰው ፡ ጊዜ ፡
ያለፈውን ፡ ወይን ፡ አይጨምር ፡ ከምስት ፡ አጅ

አንቀጽ ፡ ፺፫ ፡

ሰለ ፡ ቀርባን ፡

ፍድ ፡ እምሳልሰተ ፡ እድ ፡ ወለእመ ፡ ተረክበ ፡
ወይን ፡ ብዙጎ ፡ ይቶሰሕ ፡ ዓሥራተ ፡ እድ ፡
እማይ ፡ ወኢያፍልስ ፡ እምዓቅመ ፡ ዝንቱ ፡
መድሎት ፡ ወለእመ ፡ ተሀበለ ፡ ወእፍለስ ፡
ይዓለ ።

፳፻፲፩ ፡ ረስጣ ፡ ጃወቹቱ ፡ ወኢያምላእ ፡ ጸዋዐ ፡ እስከ ፡
ከንፈራ ፡ ምልአተ ፡ ዘይፈይፍድ ፡ ከመ ፡ ኢይት
ከወው ፡ እምኔሃ ፡ ምንትኒ ፡ ዲበ ፡ ምድር ።

፳፻፲፪ ፡ ረስጣብ ፡ ጃወቹቱ ፡ ጴጥ ፡ ወኢይንሣእ ፡ መኑሂ ፡
ቀርባን ፡ ዘእንበለ ፡ ይጸም ፡ በንጹሕ ፡ ወእመቦ ፡
ዘጥዕመ ፡ እምእመናን ፡ ወእምእመናት ፡ ወእ
ምዝ ፡ ተመጠወ ፡ ወለእመ ፡ ገብረ ፡ ዘንተ ፡ በተ
ሃብሎ ፡ ይሰዶድ ፡ እምቤተ ፡ ክርስቲያን ፡ ለእግ
ዚላብሔር ፡ እስከ ፡ ለዓለም ።

፳፻፲፫ ፡ በደስ ፡ ጅወቹቱ ፡ ረስጣብ ፡ ጃወቹቱ ፡ ወነሉ ፡
ምእመን ፡ ያመክር ፡ ርእሶ ፡ ከመ ፡ ይትመጠው ፡
እምሥጢራት ፡ እምቅድመ ፡ ይጥዓም ፡ ምን
ተኒ ፡ ፈድፋደስ ፡ በመዋዕለ ፡ ጸም ። ወለእመ ፡
ቦቱ ፡ ሃይማኖት ፡ ይትመጠዎ ፡ ወሶበ ፡ ወሀቦ ፡
መኑሂ ፡ ሕምዘ ፡ ዘይቀትል ፡ እልቦ ፡ ዘየሐምም ፡

፳፻፲፬ ፡ ዘጃወቹቱ ፡ ወያሰተሐምም ፡ ነሉ ፡ ለለጅዱ ፡
በጽኑዕ ፡ ከመ ፡ እይትመጠው ፡ መኑሂ ፡ ዘእንበለ ፡
ምእመናን ፡ እምሥጢራት ። ዝየ ፡ ነበረ ፡
ውስተ ፡ ጅዱ ፡ እምቀኖናት ፡ ዘለንገሥት ፡ ይይ
ልዎሙ ፡ ለምእመናን ፡ እደው ፡ ወእንስት ፡
ከመ ፡ ይቁሙ ፡ ውስተ ፡ ጸሎተ ፡ ቀርባናት ፡
በእገሪሆሙ ፡ ለሀለም ፡ እንዘ ፡ ይሴብሔ ፡ ወእ
ንዘ ፡ የኅሥሡ ፡ ወይትዐቀቡ ፡ እምነገር ፡ በው
ስተ ፡ ቤተ ፡ ክርስቲያን ።

፳፻፲፭ ፡ ጅ ፡ ጂቱ ፡ ወለእመ ፡ እቅረበ ፡ መባእ ፡ ውስተ ፡
ምሥዋዕ ፡ ወተዘከረ ፡ ከመ ፡ እኑሁ ፡ ዘየኅዝን ፡
ላዕሌሁ ፡ ይገድግ ፡ መባእ ፡ ቅድመ ፡ ምሥዋዕ ፡
ወይሐር ፡ ቅድመ ፡ ወይትዐረቅ ፡ ምስለ ፡
እኑሁ ፡ ውእተ ፡ ጊዜ ፡ ይምጸእ ፡ ወያቅርብ ፡
መባእ ።

፳፻፲፮ ፡ ዘቅርንቶስ ፡ ፲፬፡፱ ፡ ወዘይበልዕ ፡ እምሥጋ ፡
እግዚእ ፡ ወዘይሰቲ ፡ እምደሙ ፡ እንዘ ፡ ኢይደ
ልዎ ፡ መእብስ ፡ ውእቱ ፡ ላዕለ ፡ ሥጋ ፡ እግዚ
እነ ፡ ወደሙ ፡ ክቡር ። በእንተዝ ፡ ያመክር ፡
ብእሲ ፡ ነፍሶ ፡ ቅድመ ፡ ወያህንያ ፡ ወእምዝ ፡
ይብላዕ ፡ እምዝንቱ ፡ ገብስት ፡ ወይስተይ ፡
እምዝንቱ ፡ ጸዋዕ ። እስመ ፡ ዘይበልዕ ፡ ወይ
ሰቲ ፡ እምኔሁ ፡ እንዘ ፡ ኢይደልዎ ፡ በልዐ ፡ ወሰ

የበለጠ ፡ ብዙ ፡ ውኃ ፡ እይጨምር ፡ ብዙ ፡
ወይን ፡ (ዘቢብ) ቢገኝ ፡ ከውኃው ፡ አሥር ፡
እጅ ፡ ይጨምር ፡ ከዚህ ፡ ከተወሰነው ፡ ልክ ፡
እያብልጥ ፡ እያሳንስ ፡ ይህን ፡ ተደፋፍሮ ፡ ቢያ
በልጥ ፡ ቢያሳንስ ፡ ይለይ ።

፳፻፲፩ ፡ ረስጣ ፡ ጃጅ ፡ ጸዋውን ፡ እስከ ፡ ከንፈሩ ፡ ድረስ ፡
ከልክ ፡ ያለፈ ፡ እያሙላው ፡ ደሙ ፡ ከምድር ፡
ላይ ፡ ምንም ፡ እንዳይረስ ።

፳፻፲፪ ፡ ረስጣብ ፡ ጃጅ ፡ ጴጥ ፡ በሚገባ ፡ ሳይጸም ፡ ማንም
ሥጋውንና ፡ ደሙን ፡ እይቀበል ፡ ከወንዶችም ፡
ከሴቶችም ፡ ወገን ፡ የቀመሰ ፡ በኖር ፡ ከዚህም ፡
በኋላ ፡ በቀበል ፡ ይህንንም ፡ በድፍረት ፡ ቢያ
ደርግ ፡ ከእግዚአብሔር ፡ ቤተ ፡ ክርስቲያን ፡
እስከ ፡ ዘለዓለሙ ፡ ድረስ ፡ ይለይ ።

፳፻፲፫ ፡ በደስ ፡ ጅጅ ፡ ረስጣብ ፡ ጃጅ ፡ ምእመን ፡ ሁሉ ፡
ምንም ፡ ከመቅመሱ ፡ እስቀድሞ ፡ ሥጋውንና ፡
ደሙን ፡ ይቀበል ፡ ዘንድ ፡ ራሱን ፡ ይመርምር ፡
ይልቁንም ፡ በጸም ፡ ወራት ፡ ሃይማኖት ፡ ያለው
ማንም ፡ ማን ፡ የሚገድል ፡ መርዝ ፡ በስጠው ፡
ጊዜ ፡ በቀበለው ፡ የሚገዳው ፡ ነገር ፡ የለም ።

፳፻፲፬ ፡ ጃ፬ ፡ ከምእመናን ፡ በቀር ፡ ማንም ፡ ሥጋውንና ፡
ደሙን ፡ እንዳይቀበል ፡ ሁሉ ፡ እያንዳንዱ ፡
ፈጽሞ ፡ ይትጋ ። ለነገሥታት ፡ ከተጻፉት ፡
ሕጎች ፡ ወገን ፡ በእንዱ ፡ ከዚህ ፡ ተጻፈ ።
ወንዶችና ፡ ሴቶች ፡ ምእመናንም ፡ በጸሎት ፡
ጊዜና ፡ በቀርባን ፡ ጊዜ ፡ በእግራቸው ፡ መቆም ፡
ይገባቸዋል ። እያመሰገኑ ፡ ሥርዓትን ፡ እየፈ
ለኑ ፡ በቤተ ፡ ክርስቲያን ፡ ውስጥ ፡ ከነገር ፡
ይጠበቁ ።

፳፻፲፭ ፡ ጅ ፡ ጂ ፡ ወደ ፡ ቤተ ፡ ክርስቲያን ፡ መባዕ ፡ ቢያ
ቀርብ ፡ ወንድሙ ፡ እንዳዘነበት ፡ ቢያስብ ፡
መባውን ፡ ከቤተ ፡ ክርስቲያን ፡ ደጃፍ ፡ ትቶ ፡
እስቀድሞ ፡ ሂዶ ፡ ከወንድሙ ፡ ጋር ፡ ይታረቅ ፡
ያን ፡ ጊዜም ፡ መጥቶ ፡ መባውን ፡ ያቅርብ ፡
(ማቱ ፡ ፭ ፡ ፳፫ - ፳፬) ።

፳፻፲፮ ፡ ቅርንቶስ ፡ ፲፬ ፡ ሳይገባው ፡ የጌታን ፡ ሥጋ ፡
የበላ ፡ ደሙንም ፡ የጠጣ ፡ በጌታችን ፡ ሥጋና ፡
በከቡር ፡ ደሙ ፡ ላይ ፡ በደለኛ ፡ ነው ። ስለዚህ ፡
ሰው ፡ እስቀድሞ ፡ ሰውነቱን ፡ መርምሮ ፡
ንጹሕ ፡ ያድርግ ፡ ከዚህ ፡ በኋላ ፡ ከዚህ ፡ እን
ጀራ ፡ ይብላ ፡ ከዚህም ፡ ወይን ፡ ይጠጣ ፡
ሳይገባው ፡ ክርስቲያን ፡ የበላ ፡ የጠጣ ፡ የሰውነቱን ፡
ጥፋት ፡ በላ ፡ ጠጣ ፡ እኮ ፡ የጌታችንን ፡ ሥጋ ፡

ትዋ ፡ ኅጥለ ፡ ለነፍስ ፡ እስመ ፡ አያኔመረ ፡ ሥጋ ፡ እግዚእን ፡ ወእፈለጠ ፡ እምካልእ ። በእንተ ፡ ዝነጉቴ ፡ በዝነጉ ፡ እምውስቱትክሙ ፡ ሕሙማን ፡ ወደወይን ፡ ወእለ ፡ ይመጡቱ ፡ ግብተ ።

፳፻፲፯

ሥርዋጽ ፡ እምአረት ፡ እመቦ ፡ በበልፀ ፡ እመሥዋዕተ ፡ እግዚአብሔር ፡ ወውእቱ ፡ እንዘ ፡ ርኩስ ፡ ትመሮ ፡ ይእቱ ፡ ነፍስ ፡ እምሕዝባ ።

፳፻፲፰

ረስጠብ ፡ ጿቱ ፡ ረስጠጅ ፡ ጿቱ ፡ ወሶበ ፡ አዕረገ ፡ ቀኑርባን ፡ ወእቶመጠወ ፡ እምኔሁ ፡ ኤጲስቆጶስ ፡ አው ፡ ስዔ ፡ እምካህናት ፡ ይንግር ፡ ምክንያት ፡ በበእንተ ፡ ዝንቱ ፡ ወሶበ ፡ ነገረ ፡ ይሥረዩ ፡ ሎቱ ። ወለእመ ፡ አነገረ ፡ ይትረሎጥ ፡ እስመ ፡ ወእቱ ፡ ኮነ ፡ ምክንያት ፡ ለነፍቱ ፡ ሕዝብ ፡ በወዋረ ፡ ቀኑርባን ፡ ከመ ፡ ወእቱ ፡ ኢዖሮ ፡ በንጽሕ ።

፳፻፲፱

ረስጣ ፡ ሃወቶቱ ፡ ዘኒቅያ ፡ ኀወጿቱ ፡ ወይትመጠ ፡ ቅድመ ፡ ኤጲስቆጶስ ፡ ቀኑርባን ። ወእምድኅ ፈው ፡ ይትመጠወ ፡ ቀሳውስት ፡ ወዲያቆናት ፡ ወእምድኅፈሆመ ፡ ነሎመ ፡ ሕዝብ ፡ ወእምድኅ ጎረ ፡ እደው ፡ ይትመጠዋ ፡ አንስት ፡ ወደዘምሩ ፡ በጊዜ ፡ ተመጥዎ ፡ ቀኑርባን ፡ ነሎመ ፡ ምእመናን ።

፳፻፳

ረስጣ ፡ ሃወቶቱ ፡ በስ ፡ ኀወጿቱ ፡ ወይበል ፡ ካህን ፡ ጊዜ ፡ ይሚሉ ፡ ሥጋ ፡ “ዝንቱ ፡ ወእቱ ፡ ሥጋው ፡ ለክርስቶስ ፡ ዘመጠዎ ፡ በእንተ ፡ ኃጣውኢነ ። ወይበል ፡ ዘይትሚላ ፡ አሚን ። ወከማው ፡ ይበል ፡ ካዕበ ፡ ዘይእግዝ ፡ ጽዋዕ ፡ ዝ ፡ ወእቱ ፡ ይመ ፡ ለክርስቶስ ፡ ዘተክዕው ፡ በእንተኢነ” ። ወይበል ፡ ዘይትሚላ ፡ አሚን ፡ ወአሚን ፡ ወይትመጠዎ ፡ በፍርሃት ፡ ፀበይ ፡ ወንጽሕ ።

፳፻፳፩

ረስጣ ፡ ሃወቶቱ ፡ ወይትዓቀብ ፡ ቀሳውስት ፡ ወዲያቆናት ፡ ከመ ፡ ኢይትርፍ ፡ ምንትኒ ፡ እምቀኑርባን ፡ ወይከውን ፡ ላዕሊሆመ ፡ ነኑኔ ፡ ፀበይ ።

፳፻፳፪

በለ ፡ ኀወጿቱ ፡ ወለዘተርፈሂ ፡ እምጽዋዕ ፡ ይትመጠወም ፡ ነሎመ ፡ ዲያቆናት ፡ እለ ፡ ፀሰወ ፡ ውስተ ፡ ምሥዋዕ ።

፳፻፳፫

ዘኾት ፡ ወይትቦተብ ፡ ነሎ ፡ ለለጅዔ ፡ ከመ ፡ ኢይትርፍ ፡ ምንትኒ ፡ ፈቀዶ ፡ ከመ ፡ ይበልዶ ፡ ከመ ፡ መበልዕ ፡ ሥጋዊ ፡ ከመ ፡ ኢይኩን ፡ ላዕሊሆመ ፡ ዘኾነ ፡ በደቂቀ ፡ እርን ፡ ወደቂቀ ፡ ሄሊ ፡ ሶበ ፡ እስተቃለሉ ፡ መሥዋዕተ ፡ እግዚአ

አውቆ ፡ ከለላው ፡ አለየውምና ። ከእናንተ ፡ ወገን ፡ ሕመምተኞችና ፡ ድወያኖች ፡ በድንገት ፡ የሚሞቱ ፡ በዝተዋል ። (፩ ፡ ቆሮ ፡ ፲፩ ፡ ፳፫ - ፴) ።

፳፻፲፯

ከአረት ፡ የተገኘ ፡ ሥርዋዕ ፡ ኃጢአተኛ ፡ ሳለ ፡ የእግዚአብሔርን ፡ መሥዋዕት ፡ የበለ ፡ በሆነ ፡ ይህች ፡ ነፍስ ፡ ከወገኗ ፡ ትለይ ።

፳፻፲፰

ረስጠብ ፡ ጿ ፡ ረስጠጅ ፡ ጿ ፡ መሥዋዕት ፡ በውዋጊዜ ፡ ኤጲስ ፡ ቆጶስ ፡ ወይም ፡ ከካህናት ፡ ወገን ፡ አንዱ ፡ ሥጋውንና ፡ ደሙን ፡ ባይቀበል ፡ የማይቀበልበትን ፡ ምክንያት ፡ ይናገር ፡ በናገር ፡ ይቅር ፡ ይበሉት ። ባይናገር ፡ ይለይ ። ባቀረበው ፡ ቀኑርባን ፡ እርሱ ፡ በንጽሕና ፡ እንዳላቀረበው ፡ ሕዝቡን ፡ ለማጠራጠር ፡ እርሱ ፡ ምክንያት ፡ ሁኗልና ።

፳፻፲፱

ረስጣ ፡ ሃ፲ ፡ ኒቅያ ፡ ፲፯ ፡ ኤጲስቆጶስ ፡ እስቀድሞ ፡ ሥጋውንና ፡ ደሙን ፡ ይቀበል ፡ ከርሱም ፡ ቀጥለው ፡ ቀሳውስትና ፡ ዲያቆናት ፡ ይቀበሉ ፡ ብእነርሱ ፡ ቀጥለው ፡ ሕዝቡ ፡ ሁሉ ፡ ይቀበሉ ፡ ከወንዶችም ፡ ቀጥለው ፡ ሴቶች ፡ ይቀበሉ ፡ ሥጋውንና ፡ ደሙን ፡ በተቀበሉ ፡ ጊዜ ፡ ምእመናን ፡ ሁሉ ፡ ይመስግኑ ።

፳፻፳

ረስጣ ፡ ሃ፲ ፡ በስ ፡ ሃ፲፡ ካህን ፡ ሥጋውን ፡ በሚያቀብልበት ፡ ጊዜ ፡ ስለ ፡ ኃጢአተኝን ፡ የተሰጠ የክርስቶስ ፡ ሥጋ ፡ ይዘ ፡ ነው ፡ ይበል ። የሚቀበለውም ፡ አሚን ፡ ይበል ፡ ዳግመኛም ፡ ጽዋውን ፡ ይዘ ፡ ስለ ፡ እኛ ፡ የፈሰስ ፡ የክርስቶስ ፡ ደም ፡ ይዘ ፡ ነው ፡ ይበል ። የሚቀበለውም አሚን ፡ አሚን ፡ ይበል ። በፍጹም ፡ ፍርሃትና ፡ በንጽሕና ፡ ይቀበላው ።

፳፻፳፩

ረስጣ ፡ ሃ፲ ፡ ቀሳውስትና ፡ ዲያቆናት ፡ ከሥጋውና ፡ ከደሙ ፡ ምንም ፡ እንዳይቀር ፡ ይጠንቀቁ ፡ ፍጹም ፡ ቅጣት ፡ ይዘንባቸዋል ።

፳፻፳፪

በለ ፡ ሃ፲፡ ከደሙም ፡ የቀረውን ፡ በቤተ ፡ ክርስቲያን ፡ ውስጥ ፡ ያሉት ፡ ዲያቆናት ፡ ሁሉ ፡ ይቀበሉት ።

፳፻፳፫

ሂ ፡ ሁሉ ፡ ለእያንዳንዱ ፡ እንደ ፡ ሥጋዊ ፡ መብል ፡ ሊበላው ፡ በወደደ ፡ ጊዜ ፡ ምንም ፡ እንዳያስቀር ፡ ይጠንቀቅ ፡ የእግዚአብሔርን ፡ መሥዋዕት ፡ ባቃለሉ ፡ ጊዜ ፡ በእርን ፡ ልጆችና ፡ በዔሊ ፡ ልጆች ፡ ላይ ፡ የተደረገው ፡ እንደደደደ

አንቀጽ : ፲፬ =

ሰለ : ጸሎት =

ብሔር ። ርሰጣ : ሻወቸቲ : ወሶበ : ረጸሙ : መዘምራን : ሰባሎቸሙ : ዘእግዚአብሔር : ይበል : ዲያቆን : በልዑል : ቃል : “ተመጣን : እምሥጋ : ክርስቶስ : ክቡር : ወናእነቶ : ለዘረሰየን : ድልዋን : ለተመጥዎቱ” ። ወእምድጎረ : ዝንቲ : ይጸሊ : ኤጲስቆጶስ : እንዘ : የእነቶ : ለእግዚአብሔር : በእንተ : ነሣኦተ : ምሥጢር : ቅዱስ ።

፳፻፳፭ ወሶበ : ረጸመ : ቀሲስ : ጸሎቶ : ይበል : ዲያቆን : “አድንኑ : አርአስቲክሙ : ቅድመ : እግዚአብሔር : ከመ : ይባርክሙ” ። ወይበል : ኤጲስቆጶስ : ጸሎተ : ቡራኬ : ወእምድጎረ : ዝንቲ : ይበል : ዲያቆን : ሑሩ : በሰላም ።

፳፻፳፮ በስ : ሻወጃቲ : ወእይትርፍ : እምጽዋዕ : ዘሥሩዕ : እምድጎረ : ፍጻሜ : እኩቴት : በእንተ : ጸኒሖቲ : ለዘኢመጽእ : ኅበ : ቤተ : ክርስቲያን : በጊዜ : ቅዳሴ ።

፳፻፳፯ ክርስጣ : ጅወጅቲ : ኢያቀርር : ልዩሂ : ወኢይክድን : ቀርባኖ : በኅብስት : እምቅድመ : ሰርሖት : ወማየ : መቀረርሂ : ኢይንጥብ : እምአፍ : ምንትኒ ።

ንባቸው ። (፩ : ሳሙ : ፬ : ፲፩ ። ዘሌ : ፲ : ፩-፫) ። ርሰጣ : ሻወ : መዘምራን : የእግዚአብሔርን : ምስጋና : በጨረሱ : ጊዜ : ዲያቆን : ቃሉን : ክፍ : አድርጎ : የክርስቶስ : ክቡር : ሥጋውን : ተቀበልን : ይበል : ሥጋውንና : ደሙን : ለመቀበል : ያበቃንን : እናመስግንው : ከዚህ : በኋላ : ኤጲስቆጶስ : ቅዱስ : ሥጋውንና : ደሙን : ስለተቀበለ : እግዚአብሔርን : እያመሰገን : ይጸልይ ።

፳፻፳፭ ቁሱ : ጸሎቲን : በረጸመ : ጊዜ : ዲያቆን : ይባርካችሁ : ዘንድ : በእግዚአብሔር : ፊት : ራሳችሁን : ዝቅ : እድርጉ : ይበል ። ኤጲስቆጶስ : የቡራኬውን : ጸሎት : ይበል : ከዚህም : በኋላ : ዲያቆን : በሰላም : ሂዱ : ይበል ።

፳፻፳፮ በስ : ሻጂ : በቅዳሴ : ጊዜ : ወደቤተ : ክርስቲያን : ያልመጣውን : ሰው : በመጠበቅ : ክቅዳሴ : በኋላ : ከተሠዋዉ : ደም : አይትረፍ ።

፳፻፳፯ ክርስጣ : ጅጅ : አንዱስ : እንኳ : ከሰርሆተ : ሕዝብ : አስቀድሞ : ሥጋውን : ደሙን : በሌላ : ኅብስት : አያድፈው : ማየ : መቀረሩም : ከአፋ : ምንም : ጠብ : አይበል ።

አንቀጽ : ፲፬፬ቲ ።

በእንተ : ጸሎት ።

፳፻፳፰ ጸሎትስ : ይኣቲ : ተናግሮተ : ሰብእ : ኅበ : እግዚአብሔር : ልዑል : እንዘ : የእነቶ : ወይሴብሖ : ወይትአመን : በእግዚእናሁ : ወበተአምኖ በአበሳሁ : ወኅሣሥ : እምኔሁ : በዘያዎምሮ : ቦቲ ።

፳፻፳፱ ወለዘይዬሊ : ሰብ : ሥርዓታት : መቅድመ : ነቱ : ከመ : ይቁም : በእገራሁ : ከመ : ባህለ : እግዚአን ። ወሶበ : ተንሣእክሙ : ለጸልዮ : ቁሙ ። ወቃስ : ዳዊትኒ : ዘይቤ : “በጽባሕ : እቀውም : ቅድሚክ : ወእስተርእ : ለከ” ።

፳፻፴፱ ወዳግሚት : ቀኒተ : ሐቋ : በዝናር : በከመ : ይቤ : እግዚአን : ለይኩን : ቅኑተ : ሐቋክሙ ።

፳፻፴፱ ወኅልሲትኒ : መዶጠ : ገጽ : መንገለ : ምሥራቅ : እስመ : ውእቲ : ገጽ : ዘይቤ : ክርስቶስ : ሰብ : ስብሐት : ከመ : ውእቲ : ያስተርእ : ።

አንቀጽ : ፲፬፮ ።

ስለጸሎት ።

፳፻፳፰ ጸሎትስ : ሰው : ከልዑል : እግዚአብሔር : ጋር : የሚነጋገራት : ነገር : ናት ። ረጽሞ : እያመሰገን : ጌትነቲን : እምኖ : በደሉን : አምኖ : እርሱን : ደስ : የሚያሰኝበትንም : ሸቶ ።

፳፻፳፱ ለሚጸልይ : ሰው : ሥርዓቶች : አሉት : ጌታችን አንደተናገረ : ከሁሉ : አስቀድሞ : በእግሮቹ : ይቆም : ዘንድ : ለጸሎት : በተነሣችሁ : ጊዜ : ቁሙ : ዳዊትም : “ማለዳ : በፊትህ : አቆማለሁ : ለእንተም : አታያለሁ : አለ” (መዝ : ፭ : ፫) ።

፳፻፴፱ ሁለተኛዎ : ጌታችን : “ወገባችሁ : የታጠቀ : ይሁን ።” (ሉቃ : ፲፪ : ፴፭) ። አንዳለ : ወገብን : በዝናር : መታጠቅ : ነው ።

፳፻፴፱ ሦስተኛዎም : ፊትን : ወይምሥራቅ : መመለስ : ነው : ክብር : ምስጋና : ይግባውና : ክርስቶስ : በዳግመኛ : ምጽአቲ : ጊዜ : በርሱ : ይገ

አንቀጽ : ፲፬ ።

ስለ : ጸሎት ።

እመንገሌሁ : እመ : ምጽአቱ : ዳግም ። ወበእንተ : ዳዊት : ነቢይ : ዘጅወኒቱ : ዘምሩ : ለእግዚአብሔር : ዘዐርገ : ውስተ : ሰማይ ። ወእም ሰማይ : ዘመንገለ : ምሥራቅ : አስምዐ : ቃሎ : ቃለ : ኅይል : ወእመንገለ : ዛቲ : ገጽ : እንተ : ተሰምዐ : እምኔሃ : ቃሎ : ወእንተ : እምኔሃ : ይከውን : ምጽአቱ : ሠርዐት : ሕግ : ወእዘዘት : ከመ : ይሚጥ : ኅቢሃ : ገጽ : ዘይጼሊ ። ወይይሉ : ምስለ : ዝንቱ : ኅዲገ : ተመደጦ : ለፌ : ወለፌ : አሰመ : እግዚአብሔር : አዘዘሙ : ለይቀቀ : እስራኤል : ዘንተ : በሰለተ : ተናገሮሙ ።

ጅጃጃጃ ወራብዕኒ : አቲብ : በእጽባዕት : በእምሳለ : መስቀል : እመልዕልት : ኅበ : መትሕት : ወእምፀጋም : ኅበ : የማን ። ወከዋን : አቲብስ : በእጽባዕት : በእንተ : ሰዲይ : አጋንንት : ውኦቱ : በከመ : ይቤ : አግዚእነ : ለእመ : ኮንኩ : አወፅኦ : አጋንንተ : በእጽባዕተ : እግዚአብሔር : ወእመልዕልትስ : አስከ : መትሕት : ወእምፀጋም : አስከ : የማን : ዘኒ : ትእምርተ : ርዶተ : መድኃኒን : እምሰማይ : ውስተ : ምድር ። ወአፍልዕቱ : ኪያነ : እመንገለ : ፀጋም : ኅበ : ገጽ : የማን ። ወከዋን : አቲብኒ : በእምሳለ : መስቀል : ዝኒ : እሰመ : በመስቀሉ : ፈጸመ : አምሳክ : መድኃኒተ : ወዳዲ : ከመ : ንዘከር : በዝንቱ : ምሳሌ : ጸጋዑ : ለዘተስቅለ : በእንቲአነ : ወሐዋርያትኒ : ከመገለ : አዘዘ።

ጅጃጃጃ ረስጣ : ጃጃጃጃ : ከመ : ንዕትብ : ፍጽሜቱን : በእምሳለ : መስቀል : በኩሉ : ጊዜ : በሃይማኖት : ልባዊት : ከመ : ይርኅቅ : ሰይጣን : እምኔነ ። ወረስዩ : ዛቲ : ትእምርተ : ላዕሌነ : ከመ : ንድኅን : ባቲ : እመሰና : በከመ : ረስዮ : እግዚአብሔር : ለደመ : በግዕ : ዘፋሲካ : ትእምርተ : ውስተ : አብያቲዎሙ : ለደቲቀ : እስራኤል : ዘይከልእ : ብድብደ : ከመ : እይቅትል : እብኳሪዎሙ : በከመ : ቀተለ : አብኳሪ : ግብጻውያን ። ወጊዜያተ : ሶትበትኒ : በትእምርተ : መስቀል : ይአቲኬ : ጥንተ : ጸሎት : ወጊዜ : ይበጽሕ : ተዘክሮተ : መስቀል ።

ጅጃጃጃ ወኃምስኒ : አንብቦተ : ቃላተ : ጸሎት : በፍርሃት : ወበረዓድ : ወእንብቦቲሃ : ትኩን : ዘባቲ : ይከውን : መንፈስ : ዘያንስሐስሕ : መንገለ : ፈጣሪ ። እመኒ : በሕሊና : ባሕቲቱ : ወእመኒ : በልሳን : ከመ : ይተርጉም : ለሕሊና ።

ለጽ : ዘንድ : የተነገረበት : ነውና ። ነቢይ : ዳዊትም : ስለተናገረ : ፳፯ : ወደሰማይ : ላረገው : እግዚአብሔር : ምስጋና : አቅርቦ : በምሥራቅ : በኩል : ባለው : ሰማይ : የኅይል : ቃሉን : አሰማ : በዚያችውም : ቦታ : ቃሉ : የተሰማ ባት : ምጽአቱም : የሚደረግባት : ናት ። የሚጸልይ : ፊቱን : ወደርሷ : ይመልስ : ዘንድ : መጽሐፍ : አዘዘች ። ከዚያም : ጋር : ወዲያና : ወዲህ : መመላለስን : መተው : ይገባል : እግዚአብሔር : ይህን : በተናገራቸው : ተን : የእስራኤልን : ልጆች : አዘዘቸዋልና ።

ጅጃጃጃ እራተኛውም : በመስቀል : አምሳለ : ከላይ : ወደታች : ከግራ : ወደቀኝ : በጣት : ማማተብ : ነው ። በጣት : የማማተብ : ሁኔታም : አጋንንትን : ለማባረር : ነው : ጌታችን : “እኔ : በእግዚአብሔር : ጣት : አጋንንትን ። የማወጣ : ከሆነ ።” (ሉቃ : ፲፩ : ፳) ብሎ : እንደተናገረ ። ከላይ : እስከታች : ከግራ : አስከ : ቀኝ : ማማተባችን : ግን : መድኃኒታችን : ከሰማይ : የመውረድ : እኛን : ከግራ : ወደ : ቀኝ : የመመለሱ : ምልክት : ነው ። በመስቀል : አምሳለ : ማማተብም : ይህ : ነው : አምላክ : በመስቀሉ : ድኅነትን : ፈጽሟልና ። ዳግመኛ : በዚህ : ምሳሌ : ስለ : እኛ : የተስቀለውን : ቸርነት : እናስብ ዘንድ : ነው : ሐዋርያትም : እንደዚህ : ብለው : አዘዙ ።

ጅጃጃጃ ረስጣ : ጃጃጃ : ስይጣን : ከእኛ : ይርቅ : ዘንድ : በተረዳች : ሃይማኖት : ዘወትር : በመስቀል : አምሳለ : ፊታችንን : እናማትብ : ዘንድ : ከጥፋት : እንድንባት : ዘንድ : ይህችን : ምልክት : በእኛ : ላይ : እደረጉ : የግብፃውያንን : በኩር : እንደገደለ : በኩራቸውን : እንዳይገድልባቸው : እግዚአብሔር : በፍሊካ : የሚታረደውን : የበግደም : ለእስራኤል : ልጆች : ቤት : ቸንፈርን : የሚያርቅ : ምልክት : እንዳይረገው ። በትእምርተ : መስቀል : የሚያማትቡባቸው : ጊዜያቶችም : ጸሎት : ሲጀመር : መስቀልን : ከሚያንሳበት : ጊዜ : ሲደርሱ : ነው ።

ጅጃጃጃ አምስተኛውም : በመፍራት : በመንቀጥቀጥ : የጸሎትን : ቃላት : ማንበብ : ነው : የሚነበበውም : ጸሎት : ልብ : ወደ : ፈጣሪ : የሚሳብበት : ይሁን : በእስብም : ብቻ : ቢሆን : በአንደበትም : ቢሆን : ለሕሊና : ይተረጎም : ዘንድ ።

አንቀጽ ፡ ፲፬ ።

ባለ ፡ ጸሎት ።

ጌጃፀጌጌ ወሳድሰኒ ፡ አስተብርኮ ፡ ወሰጊድ ፡ በክመ ፡ ያቤ ፡ እግዚእን ፡ ጽሑፍ ፡ ለእግዚአብሔር ፡ አምላክነት ፡ ታምልኮ ፡ ወሎቱ ፡ ለብሔተቱ ፡ ትሰግድ ። ወንጌልኒ ፡ ካሰበ ፡ ስምዕ ፡ ይከውን ፡ ዘክመ ፡ ጸለየ ፡ በሌሊተ ፡ ሕማማተሁ ፡ ወሰጊድ ፡ በገጹ ፡ ወእስተብረክ ፡ በብረኪሁ ፡ ወመፍትሁ ፡ ከመ ፡ ይኩን ፡ ሰጊድትን ፡ በመንፈስ ፡ ወበጽድቅ ፡ በክመ ፡ ያቤ ፡ እግዚእን ፡ ሎቱ ፡ ስብሐት ።

ጌጃፀጌጌ ወጊዜያተ ፡ ሰጊድሰ ፡ ወጎላቋቡ ፡ ሥሩሶ ፡ ወሰተ ፡ ቤተ ፡ ክርስቲያንን ። ወዘይጸሊ ፡ ያስግድ ፡ በዘይብጽሕ ፡ ዝክረ ፡ ሰጊድ ፡ ለእግዚአብሔር ፡ ልዑል ፡ በጊዜ ፡ ጸሎት ፡ ወይወጥን ፡ በስጊድ ፡ እሐቱ ፡ እው ፡ ቺተ ፡ ጊዜያተ ፡ ወከማሁ ፡ ይግበር ፡ በተፍጻሜተ ፡ ጸሎቱ ፡ ወያንብብ ፡ መዝሙረ ፡ ወስብሐታተ ። ቦ ፡ እምስብእ ፡ ዘይገብር ፡ መንራቆ ፡ ለውእቱ ፡ ሰጊድ ፡ ወመንራቆ ፡ እስተብርኮተ ፡ ወቦ ፡ እምኔሆመ ፡ ዘይዋሰክ ፡ ላዕለ ፡ ዝንቱ ፡ በእምጣነ ፡ ኅይሉ ፡ ወጽንዑ ።

ጌጃፀጌጌ ወጊዜያትሰ ፡ እሙራት ፡ ዘየጎድጉ ፡ ባቲ ፡ ስግደተ ፡ እስክ ፡ ምድር ፡ ዘእንበለ ፡ እድንኖ ፡ ወእስተብርኮ ፡ ባቲ ፡ ዛቲ ፡ ያእቲ ፡ ዘኒቅያ ፡ ጽ ። በዕለተ ፡ እሐድ ፡ ወበመዋዕለ ፡ ጸንጠቁስጤ ፡ ዘኒቅያ ፡ ጸወዪቱ ፡ ወበዓላተ ፡ እግዚእን ፡ ወበበዓላተ ፡ እግዚእትን ፡ ወእምድንረ ፡ ተመጥም ፡ ቍርባንሂ ።

ጌጃፀጌጌ ወዘይደሉስ ፡ በጊዜ ፡ ጸሎት ፡ እንሥሐተ ፡ እደዋነ ፡ እንዘ ፡ ስፋሐት ፡ እራጎቲዎን ፡ ወፈድፋድሰ ፡ በጊዜ ፡ አስተብቃኦ ፡ በክመ ፡ ያቤሎ ፡ ጳውሎስ ፡ ለጢሞቴዎስ ፡ ዘቺቱ ፡ “ወእንሰ ፡ እፈቅድ ፡ ከመ ፡ ይጸልዩ ፡ እደው ፡ በኩሉ ፡ መካን ፡ እንዘ ፡ ያንሥሐ ፡ እደዋሆመ ፡ በንጽሕ ፡ ዘእንበለ ፡ ቍጥዓ ፡ ወንፋቱ” ። በክመ ፡ ያቤ ፡ ዳዊት ፡ ነቢይ ፡ በጃፀጌጌጌ ፡ “በሌሊት ፡ አንሥሐ ፡ እደዋክመ ፡ በቤተ ፡ መቅደስ ፡ ወዛርክም ፡ ለእግዚአብሔር” ። ወበእንተ ፡ ብሂሎቲ ፡ በቺመኒቱ ፡ በጃፀጌጌጌ ፡ እንግሊኩ ፡ እደውየ ፡ ኅበክ ። ወዓዲ ፡ እንቃዕድዎተ ፡ እዕይንትኒ ፡ መንገለ ፡ ሰማይ ፡ በክመ ፡ ገብረ ፡ እግዚእን ፡ ሎቱ ፡ ስብሐት ፡ አመ ፡ እንሥሐ ፡ ለእልሐዛር ።

ጌጃፀጌጌ ስድስተኛውም ፡ እስተብርኮና ፡ ስግደት ፡ ነው ፡ “እግዚአብሔርን ፡ ልታመልክ ፡ ለርሱም ፡ ብቻ ልትሰግድ ፡ ጽሑፍ ፡ እለ” (ማቴ ፡ ፬ ፡ ፲) ። ብሎ ፡ ጌታችን ፡ እንደተናገረ ። ዳግመኛም ፡ ወንጌል ፡ በመከራው ፡ ሌሊት ፡ እንደጸለየ ፡ (በራቱ) በግንባሩ ፡ እንደሰገደ ፡ በጉልበቱ ፡ እንደተንበረከክ ፡ ምስክር ፡ ያሆናል ። ስግደታችንም ፡ በመንፈስ ፡ በእውነት ፡ መሆን ፡ ያገባዋል ። ክብር ፡ ምስጋና ፡ ይግባውና ፡ ጌታችን ፡ እንደተናገረ ፡ (ዮሐ ፡ ፬ ፡ ፳፬) ።

ጌጃፀጌጌ የሚሰገድባቸው ፡ ጊዜያቶችና ፡ ቁጥሮች ፡ በቤተ ፡ ክርስቲያናችን ፡ ተጽፈዋል ። የሚጸልዩ ፡ ሰው ፡ በጸሎት ፡ ጊዜ ፡ ስግደትን ፡ ከሚያነጣ ፡ እንቀጽ ፡ ሊደርስ ፡ ለልዑል ፡ እግዚአብሔር ፡ ይሰገድ ፡ በእንድ ፡ ስግደት ፡ ወይም ፡ ሦስት ፡ ጊዜያት ፡ ይጀምር ፡ እንደዚሁም ፡ በጸሎት ፡ መጨረሻ ያሰገድ ፡ መዝሙርንና ፡ ምስጋናዎችን ፡ ያንብብ ። ከሰው ፡ ወገን ፡ እኩሌታውን ፡ ለሰግደት ፡ እኩሌታውን ፡ ለእስተብርኮ ፡ የሚያደርግ ፡ አሰ ። ከእነዚህም ፡ ወገን ፡ እንደ ፡ ኃይሉና ፡ እንደ ፡ ዕናቱ ፡ መጠን ፡ በዚህ ፡ ላይ ፡ የሚጨምር ፡ እለ ።

ጌጃፀጌጌ ከእድንኖና ፡ ከእስተብርኮ ፡ በቀር ፡ እስክ ፡ ምድር ፡ መሰገድን ፡ የሚተዉባቸውም ፡ የታወቁ ፡ ጊዜያቶች ፡ እነዚህ ፡ ናቸው ። ኒቅያ ፡ ጽ ፡ በዕለተ ፡ እሐድና ፡ በበዓለ ፡ ሃምሳ ፡ ወራት ፡ ኒቅያ ፡ ጸወጃ ፡ በጌታችን ፡ በዓላትና ፡ በእመቤታችን ፡ በዓላት ፡ ሥጋውንና ፡ ደሙን ፡ ከተቀበሉ ፡ በኋላ ።

ጌጃፀጌጌ በጸሎት ፡ ጊዜ ፡ የሚገባውስ ፡ መኻል ፡ እጆች ፡ እንደተበረጉ ፡ ሁነው ፡ እጆቻችንን ፡ ማንጣት ፡ ነው ። ያሉቱንም ፡ በመግለድ ፡ ጊዜ ፡ ጳውሎስ ፡ ጢሞቴዎስን ፡ እንዳለው ፡ ቺ ፡ እኔ ፡ ግን ፡ ስዎች ያለ ፡ ቁጣ ፡ ያለ ፡ ጥርጥር ፡ በንጽሕና ፡ እጃቸውን ፡ እንሥተው ፡ በቦታው ፡ ሁሉ ፡ እንዲጸልዩ ፡ እውዳለሁ ። (ጵጢሞ ፡ ፪ ፡ ፰) ፡ ነቢይ ፡ ዳዊት ፡ በጃፀጌጌጌ ፡ መዝሙር ፡ እንደተናገረ ፡ በሌሊት ፡ እጃችውን ፡ እንሥታችው ፡ በቤተ ፡ መቅደስ ፡ እግዚአብሔርን ፡ አመስግኑ ፡ በቺመኒኛውና ፡ በጃፀጌጌጌ ፡ መዝሙር ፡ ወደአንተ ፡ እጄን ፡ እነግሁ ፡ በማለቱ ፡ ዳግመኛም ፡ ክብር ፡ ምስጋና ፡ ይግባውና ፡ ጌታችን ፡ እልሐዛርን ፡ ባስነግሁ ፡ ጊዜ ፡ እንደ ፡ አደረገ ፡ ዓይኖቻችንን

አንቀጽ : ፲፬ =

ሰለ : ጸሎት =

ወበከሙ : ያሰ. : ነቢይ. : በጥጽወጅቱ : ኅብክ :
እግዚእ : እንቃዕዮን : አዕድንተን =

ወደሰማይ. : ማቅናት : ነው. = (የካቲት : ፲፩ : ፱፩) =
ነቢይ. : ዳዊት : በጥጽወጅቱ : መዝሙር : አቤቱ :
ኃይላኝቶችንን : ወደአንተ : አቀናን : እንዳለ =

፩፻፴፱ ወዘቢጣ : እንግድግሂ : ጊዜ : አስተሥርዮ :
ወንሰሐ = በእንተ : ኅዲግ : እምዕልወታት :
ወተከዞ : በእንተ : ዘኅሰፈ. : መዋዕሊሁ : ዘእን
በለ : ይግበር : ሠናያተ : ከመ : መጸብሐዊ :
ዘኑድእ : እንግድግሁ : በውስተ : ጸሎቱ : ዘተ
ወደሰት =

፩፻፴፱ ከኃጢአት : ለመለየት : በአስተሥርዮና : በን
ሰሐ : ጊዜ : ደረትን : መድቃት : ነው : በኅ :
ሳይሠራ : ዘመኑ : ስላሰፈ. : ማዘን : ነው : በተ
መሰንኝች : ጸሎቱ : ደረቱን : እንደ : ደቃው :
መጸብሐዊ. (ሉቃ : ፲፰ : ፲፫) =

፩፻፵ ወብካይሂ : ለዘይትክሀሎ : ከመ : ዳዊት : ወእ
በው : ቅዱሳን =

፩፻፵ ለሚቻለው : እንደ : ዳዊት : እንደ : ቅዱሳን :
አባቶች : ማልቀስ : ነው =

፩፻፵፩ ወዘያነብብዎ : በጊዜ : ጸሎት : ውእቱ : ዘተጽ
ሕፈ : በወንጌል : ወበቀኖና : ፫ : ፯ : ወከ
መዝ : ጸልዩ : እንትሙስ : እ : እቡን : ዘበሰማ
ያት : እስከ : ተፍጻሜቱ = ዘኒቅያ : ወይበሉ :
ጸሎተ : ሃይማኖት : በኩሉ : ተፍጻሜተ :
ጸሎት =

፩፻፵፩ በጸሎት : ጊዜ : የሚያነቡት : በወንጌልና :
በመጽሐፍ : የተጻፈ : ነው = ፫ : ፯ : እናንተ :
ግን : እስከ : መጨረሻው : ድረስ : በሰማይ :
የምትኖር : አባታችን : ሆይ : ብላችሁ : እንደ
ዚህ : ጸልዩ = ኒቅያ : በጸሎቱ : መጨረሻ : ሁሉ :
ጸሎተ : ሃይማኖትን : ይበሉ =

፩፻፵፪ ረሰጣ : ጽወጅቱ : ወይኩን : ፍድፋዴ : ጸሎት :
በኩሉ : ዕለት : ሌሊተ : ወመዓልተ : እመዝ
ሙረ : ዳዊት : በእንተ : ዘሀሎ : ውስቴቱ : እእ
ኩቱ : ወሰብሐ : ወእስተብቀዮ : ወነቢባ : ከዊ
ኖቱ : ፩፻ : ለፈጣሪ : ወተእምኖ : ኃጣውእ =

፩፻፵፪ ረሰጣ : ጽጂ : በመዓልትና : በሌሊት : ሁሉ :
የሚጸለዩው : ጸሎት : ከዳዊት : መዝሙር :
ይሁን : በውስጡ : ምስጋና : መማለድ : የፈጣ
ሪን : እንድንቱን : መናገር : ኃጢአትን :
ማመን : ስላለበት =

፩፻፵፫ ድስቅ : ፲፱፻፳፭ : ወያንብቡ : በጸሎተ : ነግሀ :
መዝሙር : ዘጽወጅቱ : ወበሠርክኒ : መዝሙር :
ዘጀወግ =

፩፻፵፫ ድስቅ : ፲፱ : በማለዳው : ጸሎት : ፳፻፳፭ውን :
መዝሙር : በማታውም : ጸሎት : የግጽውን :
ይጸልዩ =

፩፻፵፬ ዶቅ : ፲፱፻፳፭ : ወይጸልዩ : ካህናት : በኩሉ :
ዕለት : ሰብሐተ : ፫፭ : ደቂቅ : ወይንትሙ :
ጸሎቶሙ : ለዓለም : በጸሎተ : እግዝእትን :
ማርያም = ወበዕለተ : ስኑይስ : ይጸልዩ : ካዕበ :
በሰብሐተ : ሙሴ : ወእኅቱ : እመ : ወዕእ. :
እምባሕር : ሶበ : አድኃኖሙ : እግዚአብሔር :
ልዑል = ወበዕለተ : ሠሉስ : ሰብሐተ : ዳግም :
ሕግ : ዘአሪት = ወበዕለተ : ረቡዕ : ጸሎተ :
ሐና : እመ : ላሙኤል = ወበዕለተ : ሐሙስ :
ጸሎተ : እንባቆም : ነቢይ = ወበዕለተ : ዓርብ :
ጸሎተ : እ.ሳይያስ : ነቢይ = ወበዕለተ : ሰን
በት : ጸሎተ : ዮናስ : ነቢይ = ወበዕለተ : እሑ
ድስ : ይጸልዩ : ዘንተ : ኩሎ : ጸሎታተ : ዘእቅ
ድምን : ዘክሮቶሙ = ወናሁ : ሠርዑ : አበው :
ጸሎታተ : ዘይትዌለክ : ላዕለ : ዝንቱ : ወካልእ
ኒሁ : ወይደሉ : ይጸልዩ : በሙ =

፩፻፵፬ ዶቅ : ፲፱ : ካህናት : ዘወትር : የሠለስቱ : ደቂ
ቅን : ምስጋና : ይጸልዩ : ጸሎታቸውንም : በጸ
ሎተ : እግዚእትን : ማርያም : ይጨርሱ = ዳግ
መኛም : በሰኞ : ቀን : የሙሴንና : የእኅቱን :
ምስጋና : ይጸልዩ : ልዑል : እግዚአብሔር :
ከባሕር : እድኖ : ባወጣቸው : ጊዜ : ማክሰኞ :
ቀን : ከአሪት : የተገኘውን : ሁለተኛውን : ሕግ
ይጸልዩ : ረቡዕ : ቀን : የሳሙኤልን : እናት :
የሐናን : ጸሎት : ይጸልዩ = ሐሙስ : ቀን :
የነቢይ : የዕንባቆምን : ጸሎት : ይጸልዩ = ኃርብ
ተን : የነቢይን : የእ.ሳይያስን : ጸሎት : ይጸ
ልዩ = ቅዳሜ : የነቢይ : የዮናስን : ጸሎት : ይጸ
ልዩ = በዕለተ : እሑድ : ግን : አስቀድመን :
የተናገርናቸውን : ጸሎቶች : ሁሉ : ይጸልዩ =
እነሆ : አባቶች : በዚህና : በሌላውም : ላይ :
የሚጨመር : ጸሎት : ሠኑ = በእነዚያ : ሊጸልዩ
ባቸው : ይገባል =

፩፻፵፭ ድስቅ : ፳፻፳፭ : ረሰጣ : ግ : ረሰጠጅ : ፭፭ :
፩፻፵፭

፩፻፵፭ ድስቅ : ፳፻፳፭ : ረሰጣ : ግ : ረሰጠጅ : ፭፭ : በደስ :

አንቀጽ : ፻፩ =

ሰለ : ጸሎት =

በደስ : ጭወጃቱ : ጭወጃቱ : በስ : ጭወጃቱ : ወጸ
 ሎትስ : ዘተለዘዘ : ላዕለ : ኮሎሙ : ምእመናን :
 በኩሉ : ዕለት : ጂቱ : ጊዜያት = ቀዳሚሁ : እም
 ቅድመ : ሥርቀተ : ፀሐይ : በጊዜ : ነቅሎ :
 ወተንሥሉ : በነግሀ : እምስካቦሙ = ወይደሉ :
 ጸሎት : እምድግረ : ተሐፅቡ : እደዊሆሙ :
 በግይ : ይጸልዩ : ቅድመ : ተገብሮ : ግብር =
 ወዳግምኒ : ጸሎተ : ጅቱ : ሰዓት : ወግልሰኒ :
 ጸሎተ : ጅቱ : ሰዓት = ወራብዕኒ : ጸሎተ : ጅቱ :
 ሰዓት : ወግምሰኒ : ጸሎተ : ሠርክ = ወሳድሰኒ :
 ጸሎተ : ንዋም = ወሳብዕኒ : ጸሎተ : መንፈቀ :
 ሌሊት : እምድግረ : ተሐፅቡ : እደዊሆሙ :
 በግያ : ወለእመ : ኢረከቡ : ግዩ : በውላቱ :
 ጊዜ : ይንፍሱ : እደዊሆሙ : ወይዕትቡ : በም
 ራቅ : ዘይወፅእ : እምእፋሆሙ =

፳፻፵፮

ወለእመ : ኮነ : ምስለ : ብእሲቱ : ጀሆሙ : ይጸ
 ልዩ : ጎቡረ : ወእመስ : ኮነት : ዘእተእምን :
 ይትፈለጥ : ወይጸሊ : ባሕቲቱ : ወኢይደግሩ :
 እምጸሎት : እለ : እሱራን : በሰብሳብ : ወኢይ
 ግሥሁ : ተሐፅቦ : በቤተ : ብሰኔ : እንበለ :
 ተሐፅቦ : እድ : ባሕቲቱ : እስመ : ሰብሳብሙ :
 ንጹሕ : ውላቱ = ወበእንተሰ : ዘተሠርዑ : ጅቱ :
 ጊዜያት : ናሁ : ይቤ : ዳዊት : “ሰብዓ : ለዕለ
 ትዩ : እሴብሐክ : እ : እግዚእ” =

፳፻፵፯

ረሰጣ : ጭወጃቱ : ወጸሎተ : ነግሀስ : እስመ :
 እግዚእብሔር : እብርሀ : ለነ : ወእገላፎ : ለጽ
 ልመተ : ሌሊት = ወበጅቱ : ሰዓት : በእንተ :
 ዘፈትሐ : ባቲ : ጳላሙስ : ላዕለ : እግዚእን =
 ወበሰድሰቱ : ሰዓት : ተሰቅለ = ወበጊዜ : ተሰ
 ዓተኒ : ሰዓት : መጠወ : ነፍሰ = ወበሌሊትኒ :
 እእኩትዎ : ለእግዚእብሔር : በእንተ : ዘወሀ
 በክሙ : ዕረፍተ : እምጸግ : መዓልት = ወሰብ
 ሕዎ : ለእግዚእብሔር : በእሎን : ጊዜያት :
 እስመ : ተወክፈ : በእንቲእን : ሕግግተ : ወስ
 ቅለተ : ወሰትዩ : ሐሞት : መሪር : ወሞተ : ወር
 ደተ : ወስተ : መቃብር : በጊዜ : ዕርበተ : ፀሐይ =
 ወበመንፈቀ : ሌሊትኒ : ይመጽእ : መርዓዊ :
 ቡቱ : በከመ : ይቤ : ዳዊት : መንፈቀ : ሌሊት :
 እትነሣእ : ከመ : እግነይ : ለከ : ወቦቱ : ኮነ :
 ይጸልዩ : ጳውሎስ : ወሲላስ : ጎበ : እግዚእብ
 ሔር : በውስተ : ቤተ : ሞቅሕ = ወእግዚእነሂ :
 ጸለዩ : በሌሊተ : ሕግግተሁ : ጅቱ : ጊዜያት :

፳፻፵፮

ጭፎ : ጭፎ : በስ : ጭፎ : ዘውትር : ለምእመናን :
 ሁሉ : የታዘዘው : ጸሎት : ግን : በጂቱ : ጊዜ
 ያቶች : ነው : መጀመሪያው : ፀሐይ : ከመው
 ጣቱ : በፊት : በነቁ : ጊዜ : ከመኝታቸው :
 ተነሥተው : በግለዳ : ነው = እጃቸውን :
 በውጋ : ከታጠቡ : በኋላ : ሥራ : ከመሥራት :
 በፊት : ጸሎት : መጸለይ : ያገባል = ሁለተኛም :
 የሦስት : ሰዓት : ጸሎት : ነው = ሦስተኛውም :
 የሰድስት : ሰዓት : ጸሎት : ነው = እራተኛውም
 የ፱ : ሰዓት : ጸሎት : ነው = አምስተኛውም : የ
 ፲፪ኛው : ሰዓት : ጸሎት : ነው = ስድስተኛውም
 የመኝታ : ጊዜ : ጸሎት : ነው : ሰባተኛውም :
 እጃቸውን : ከታጠቡ : በኋላ : የሚጸልዩት :
 የመንፈቀ : ሌሊት : ጸሎት : ነው = በዚያም :
 ጊዜ : ውጋ : ባያገኙ : እኛ : ብለው : ከእፋቸው :
 በሚወጣው : ምራቅ : ታጥበው : ያማትቡ =

፳፻፵፯

ከሚሰቱ : ጋር : በዚያን : ሁለቱም : በእንድንት :
 ያጸልዩ : ያላመነች : ብትሆን : ግን : ተለያየች :
 ብቻውን : ያጸልዩ : በጋብቻ : ለንድ : የሆነ :
 ሰዎች : በጸሎት : እያለያዩ : እጃቸውን : ከመ
 ታጠብ : በቀር : በኖል : ሙን : መታጠብን :
 ለይፈልጉ = ጋብቻቸው : (ሩካበያቸው) : ንጹሕ
 ነውና = በሰባቱ : ጊዜያቶች : ስለተሠሩ : ጸሎ
 ቶች : ግን : እነዞ : ዳዊት : “እቤቱ : በየዕለቱ :
 ሰባት : ጊዜ : እመሰግንሃለሁ : እለ =” (መዝ :
 ፻፲፰ : ፻፳፱) =

ረሰጣ : ጭፎ : የግለዳው : ጸሎት : ግን : እግዚ
 እብሔር : እብርቀልናልና : የሌሊቱንም :
 ጨለማ : እሳልፎልናልና : ስለዚህ : ነው = በ፱
 ሰዓት : መጸለይም : ጳላሙስ : በጌታችን : ላይ :
 ስለፈረደበት : ነው = በ፮ : ሰዓትም : ስለተሰ
 ቀለ : ነው : በዘም : ሰዓት : ነፍሱን : ከሥጋው :
 ስለለየ : ነው = በሌሊትም : (በንዋም) ጊዜ :
 ከቀኑ : ድካም : ለሳርፎ : ዕረፍትን : ስለሰጣ
 ችሁ : እግዚእብሔርን : እመሰግኑት : በእነ
 ዚህ : ጊዜያቶች : እግዚእብሔርን : እመሰግ
 ኑት : ስለእኛ : መከራን : ስቅለትን : መራራ :
 ሐሞት : መጠጣትን : ሞትን : ፀሐይ : በገባ :
 ጊዜ : ወደመቃብር : መውረድን : ተቀብሏ
 ልና = በመንፈቀ : ሌሊትም : መሸራው : ይመ
 ጣቢታልና : “እመሰግንህ : ዘንድ : በመን
 ፈቀ : ሌሊት : እነሣለሁ : ብሎ : ዳዊት : እንደ
 ተናገረ” (መዝ : ፻፲፰ : ፳፱) ጳውሎስና : ሲላ

እንቀጽ : ፲፱ ።

ሰለ : ጸሎት ።

ወይቤ : “ትግሁ : ወጻልዩ : ክመ : ኢትባኢ :
ውስተ : መንሱት” ። ወይቤ : ካዕበ : ተዐቀቡ :
እስመ : ኢተአምሩ : እንትሙ : ፣ ጊዜ : ይመ
ጽእ : ወልደ : እንለ : እመሕያው : እመሂ :
ሠርክ : ወእመሂ : መንፈቀ : ሌሊት : ወእመሂ :
ጊዜ : ይነቁ : ዶርሆ : ወእመሂ : ጸቢሐ” ።

ሰም : በእሥር : በ.ት : ወይ : እግዚአብሔር :
ዶጻልዩበት : ነበር ። ጌታችንም : በመከራው :
ሌሊት : ፫ : ጊዜ : ጸለዩ : ወይራተና : እንዳትገቡ
ተግታችሁ : ጸልዩ : እለ” (ማቲ : ፳፮ : ፵፩) ።
ዳግመኛም : የሰው : ልጅ : የሚመጣበትን :
ጊዜ : ማታም : በ.ሆን : መንፈቀ : ሌሊትም :
በ.ሆን : ዶሮ : ሲሞዘም : በ.ሆን : ሲነጋም :
በ.ሆን : እታውቁምና : ተጠበቁ : እለ : (ማር :
፲፫ : ፴፭ - ፴፮) ።

፳፻፵፰ ረስጣ : ጳውሎስ : ደስቅ : ፲ወይቲ : ወይኮን :
ጸሎተ : ነግሀ : ወሰርክ : ውስተ : ቤተ : ክርስቲ :
ያን : ወፈድፋደሰ : በሰለተ : እሐድ : ወሰን
በት : ወዘተድጎረ : ዘእንበለ : ዶዌ : ይትፈለጥ :
ወእመ : ተክህሎ : ለድወይ : ለበጸሕ : ኢይደ
ኅር : ክመ : ዶርከብ : ፈውሰ : በዘይነሥእ :
እማዩ : ጸሎት : ወዘይት : ወእመሰ : ኮነ :
ድወዩ : ዘኢይክል : መጸእ : ለየሐውጽዎ :
ማእምራኒሁ : ነሱ : ሰለተ ።

፳፻፵፰ ረስጣ : ጳውሎስ : ደስቅ : ፲፪ : የጥዋትና : የማታ :
ጸሎት : በቤተ : ክርስቲያን : ውስጥ : ይቡን :
ይልቁንም : በቅዳሚና : በእሐድ : ቀን : ዶዌ :
ሳያገኘው : ወደኋላ : ያለ : ያለይ : ሕመምተ
ኛው : መምጣት : በ.ቻለው : እይዘግይ : ከቅ
ዳሴው : ጠበል : ጠዋቶ : ከዘይቲ : ተቀብቶ :
ድጎነትን : ያገኝ : ዘንድ : መምጣት : የማይቻ
ለው : ሕመምተኛ : በ.ሆን : ግን : የሚያውቁት
ዘውትር : ይጠይቁት ።

፳፻፵፱ ረስጣብ : ጳውሎስ : ደስቅ : ሰዓት : ወዘ
ድጎራሁ : ይደሉ : ዶጻልዩ : ውስተ : ቤት ።
ወሰበ : በጽሐ : ጊዜ : ጸልዩ : በእሐቲ : እምእ
ሎን : ጊዜያት : ወምእመን : ለእመ : ኮነ : ኅበ :
ዘእይትክዘሎ : መካን : ለጸልዩ : ዶጻሊ :
በልብ ። ወጸሎትሰ : ዘይደልዎመ : ለካህናት :
ባሕቲቶመ : ሥሩሰ : ውስተ : ቤተ : ክርስቲ :
ያን : ጸሎተ : ጥምቀተ : ክርስትና : ወጸሎተ :
ቅዳሴ : ቀርባን : ወጸሎተ : ሢመተ : ከዘነት :
ወቅዳሴ : ታቦት : ወቅዳሴ : ቤተ : ክርስቲያን :
ወጸሎተ : ሰብሳብ : ወፍትሐት : ወጸሎተ :
ፈውሰ : ለድወያን : ወጸሎተ : ሙታን : ጊዜ :
ፍልሰቶመ : ወእምድጎራሂ ።

ረስጣብ : ጳውሎስ : የሦስቱን : ሰዓትና : ከእርሱ :
በኋላ : (ተጥሎ) : ያለውን : የሰዓት : ጸሎት :
በቤት : መጸለይ : ይገባል ። ከእነዚህ : ጊዜያቶች :
በእንዲቲ : የመጸለያው : ጊዜ : በ.ደርሰ : ምእ
መንም : ለመጸለይ : ከማይችልበት : ቤተ :
በ.ሆን : በልቡ : ዶጻልዩ : (ያስብ) : ካህናት :
ብቻቸውን : ሊጸልዩት : የሚገባቸው : ጸሎት :
ግን : በቤተ : ክርስቲያን : ተጽፏል ። የክርስ
ትና : ጥምቀት : ጸሎት : የቅዳሴ : ጸሎት : የክ
ህነት : ሹመት : ጸሎት : ታቦት : ሲባረክ : ቤተ
ክርስቲያን : ሲባረክ : የጋብቻ : ጸሎት : ጸሎተ :
ቡራኪ : የሕመምተኞች : ድጎነት : ጸሎት :
ዘሞቲ : ጊዜና : ከምታቸው : በኋላ : የሙታን :
ጸሎት : እለ ።

፳፻፶ በደስ : ፫ : ወጸሎተ : ዘይት : ወዘተረ : መብ
ልሰ : ወዘተሉ : ጸሎት : እንተ : ትትበሀል : በእ
ንተ : ነሱ : ግብር : ዶበሉ : በተፍጽሟት :
ጸሎት : ስብሐት : ለእብ : ወወልድ : ወመን
ፈሰ : ቅዱስ : እስከ : ለዓለመ : ዓለም : እሜን ።
ወጸሎተ : ጥምቀትኒ : ወንብተራ : በዘመ : ተዘ
ክረ : ውስተ : ወንጌል : ወይእተ : ዘወዕለት :
እመጽሐፈ : ቅዳሴ ።

፳፻፶ በደስ : ፫ : የሚሆን : ጸሎት : የበኩራት : ጸሎት :
ሰለ : ሥራ : ሁሉ : የምትጸለዩውን : ጸሎት :
ሁሉ : በጸሎቲ : መጨረሻ : ለእብና : ለወልድ :
ለመንፈሰ : ቅዱስም : ምሰዓና : ይገባል : ይዘሉ :
እስክ : ዘለዓለሙ : ድረስ : እሜን ። በወንጌል :
እንደተነገረ : የጥምቀትና : የጸሎተ : ሕመስ :
ጸሎት : ይዘችውም : ከቅዳሴ : መጽሐፍ : የተ
ውጣጣች : ናት ።

፳፻፶፩ ወጸሎታትሰ : ዘኢተሠርዓ : ጸሎተ : ተዐምዶ :
ዘመነኩሳት : ወፈራዘያን : እሰመ : እመንቲ :
ይጻልዩ : ፈድፋደ : ሌሊተ : ወመዓልተ :

፳፻፶፩ ጊዜ : ያልተወሰነባቸው : ጸሎቶች : ግን : እግዚ
አብሔርን : የሚፈሩ : የመነኩሳት : አገልግሎት
ጸሎት : ነው ። ከነርሱ : ፈጽመው : ቀንም :

አንቀጽ ፲፬ ።

ሰለ፡ ጸሎት ።

ሰከመ ፡ ተነግረ ፡ አምባህላት ፡ ወአምሳላት ፡
እግዚአሉላት ፡ በከመ ፡ ይቤ ፡ ሐዋርያ ፡ ጸልዩ ፡
ዘእንበለ ፡ ዕርግት ፡ ወካዕበ ፡ ይቤ ፡ ኩኑ ፡ ለጸ
ሎት ፡ መዘለፍያን ። ወአሙንቲ ፡ እንዘ ፡ ይኑል
ቀዳ ፡ በጸሎተ ፡ ነግህ ፡ ጊዜ ፡ ንቅወተ ፡ ዶርሆ ፡
ምሰለ ፡ ሥሩዓት ፡ በከመ ፡ ነገረ ፡ ቀኖኖት ።

፳፻፶፪ ረሰጠብ ፡ ግድግድ ፡ በስ ፡ ጽወጽቲ ፡ በደሰ ፡
ጽወጽቲ ፡ ይቤ ፡ ዳዊት ፡ በግድግድ ፡ በጽባሕ ፡
አትነግእ ፡ ወአትአመን ፡ ብከ ። ወእምዘ ፡
ጸሎተ ፡ ማእድ ፡ ቅድሚኡ ፡ ወድንሬሁ ።

፳፻፶፫ በስ ፡ ጽወጽቲ ፡ ወእምቅድሚኡስ ፡ ከመ ፡ ይባ
ርከ ፡ እግዚአብሔር ፡ መባልዕተ ፡ ዘይትበልዑ ፡
ወድንሬሁኒ ፡ ከመ ፡ ይረሰዮ ፡ እግዚአብሔር ፡
ሶቅበተ ፡ ለሥጋ ፡ ወለጥጫና ፡ ወደጽንዑ ፡ ለተ
ፀምዶት ፡ እንተ ፡ ትትገበር ። ወነዋ ፡ ኮኑ ፡ ካህ
ናት ፡ ይኑልዩ ፡ ባቲ ፡ ምሰለ ፡ ሕዝብ ፡ ወእመ
ንቲ ፡ ንቡራን ፡ በከመ ፡ ንብረ ፡ እግዚአን ፡ ሶበ ፡
ነጻረ ፡ ውስተ ፡ ሰማይ ፡ መባረከ ፡ ላዕለ ፡ ኃምስ ፡
ንብሰት ።

፳፻፶፬ ወእምዘ ፡ ጸሎተ ፡ ነገድ ፡ ከመ ፡ ጸለዮ ፡ ጳው
ሎስ ፡ አመ ፡ አስተፋንውም ፡ ሰብአ ፡ ኤፌሶን ፡
ወጊዜ ፡ ነገድ ፡ እምብርስ ፡ እስከ ፡ ነበ ፡ አካ
ይያ ።

፳፻፶፭ ወእምዘ ፡ ጸሎት ፡ እንተ ፡ አገጸርዋ ፡ ወረሰጥዋ ፡
መነኩሳት ፡ ሶበ ፡ ይበውኡ ፡ ውስተ ፡ ቤተሰብ ፡
ወጊዜ ፡ ይወዕኡ ፡ እምኔሁ ።

፳፻፶፮ ወእምዘሂ ፡ ጸሎት ፡ ዘመፍቅድ ፡ ላቲ ፡ ለእእ
ትቶ ፡ ምንዳቤ ፡ ወደአቲ ፡ ፪ቲ ፡ አከፋል ። ወጸ
ሎተ ፡ ብእሲስ ፡ በእንተ ፡ ነፍሱ ፡ ዝኒ ፡ በእንተ ፡
ቃለ ፡ ሐዋርያ ፡ እመቦ ፡ ፩ዱ ፡ እምኔከመ ፡
ዘሀሎ ፡ ውስተ ፡ ምንዳቤ ፡ ለይጸሊ ። ወጳውሎስ
ወዮናስሂ ፡ ወ፫ቲ ፡ ደቂቅሂ ፡ ጸለዩ ፡ በምንዳቤ
ሆመ ፡ ወድኅኑ ፡ ወእግዚአንሂ ፡ መባረን ፡ ዘንተ
በጸሎቲ ፡ ዘሌሊተ ፡ ሕግመ ። ወጸሎተ ፡ ካልአ
ኒሁስ ፡ በእንተአሁ ፡ ግብረ ፡ ሐዋርያት ፡ ሰምሀ ፡
ኮን ፡ ከመ ፡ ቤተ ፡ ክርስቲያን ፡ ኮነት ፡ ትኼሊ ፡
በእንተ ፡ ጴጥሮስ ፡ አመ ፡ ኮን ፡ ሙቁሐ ። ወጳው
ሎስኒ ፡ ይቤ ፡ ጸልዩ ፡ በእንተአየ ፡ ከመ ፡ አድ
ኅን ።

፳፻፶፯ ወእምዘ ፡ ጸሎተ ፡ ሥርዮት ፡ በእንተ ፡ አበሳ ፡

ሌሊትም ፡ ያጸልዩሉና ፡ በባህል ፡ በልማድ ፡
በሕግ ፡ እንደተነገረ ፡ ሐዋርያው ፡ “ሳታቋርጡ፡
ጸለዩ” (ጳጳ፡ ተሰ ፡ ፭ ፡ ፲፮) ። እንዳለ ፡ ዳግመ
ኛም ፡ “ጸሎትን ፡ የምታዘወትሩ ፡ ሁኑ ፡ አለ”
(ቆላ ፡ ፱ ፡ ፪) ። እነርሱም ፡ ከተዘዙት ፡ ጋር ፡
ዶሮ ፡ በሙኸ ፡ ጊዜ ፡ ከጠዋቲ ፡ ጸሎት ፡ ሲቆዮ
ሩት ፡ ነው ፡ መጽሐፍ ፡ እንደተነገረ ።

፳፻፶፰ ረሰጠብ ፡ ግድግድ ፡ በስ ፡ ጽጅ ፡ በደሰ ፡ ጽጅ ፡ ዳዊት ፡
በግድግድ ፡ መዘመር ፡ በማለዳ ፡ እንሳሉሁ ፡
በአንተም ፡ አምናሰሁ ፡ ብሎ ፡ እንደተነገረ ።
ከዚህም ፡ ከመብላት ፡ በፊትና ፡ ከመብላት ፡
በኋላ ፡ የሚጸለዩ ፡ የምግብ ፡ ጸሎት ፡ ነው ።

፳፻፶፱ በስ ፡ ጽጅ ፡ መጀመሪያ ፡ ግን ፡ የሚበሉትን ፡
ምግቦች ፡ እግዚአብሔር ፡ ይባርክ ፡ ዘንድ ፡ በመ
ጨረሻም ፡ እግዚአብሔር ፡ ሰውነትን ፡ የሚጠ
ብቅ ፡ ለድኅነት ፡ ያደርገው ፡ ዘንድ ፡ ለምትው
ራውም ፡ አገልግሎት ፡ ይጸኑ ፡ ዘንድ ፡ ነው ።
እነሆ ፡ ካህናት ፡ ከሕዝቡ ፡ ጋር ፡ ያጸልዩባቸዋል።
እነርሱም ፡ ተቀምጠው ፡ ሳለ ፡ ጌታችን ፡ ወደ
ሰማይ ፡ ተመልክቶ ፡ አምስቱን ፡ ኅብስት ፡
እንደባረከ ።

፳፻፷፬ ከዚህ ፡ በኋላ ፡ የመንገድ ፡ ጸሎት ፡ ነው ፡ ጳው
ሎስ ፡ የኤፌሶን ፡ ሰዎች ፡ በሸኙት ፡ ጊዜ ፡ ከጢ
ሮስም ፡ ወደአካይያ ፡ በሄደ ፡ ጊዜ ፡ እንደጸለየ ።

፳፻፷፭ ከዚህም ፡ በኋላ ፡ መነኩሳት ፡ ያሳጠሯትና ፡ የወ
ሰኗት ፡ ጸሎት ፡ ናት ፡ ወደቤታቸው ፡ በገዙ ፡
ጊዜ ፡ ከቤታቸውም ፡ በወጡ ፡ ጊዜ ።

፳፻፷፮ ከዚህም ፡ ቀጥሎ ፡ መከራን ፡ ለማራቅ ፡ የፈቃድ
ጸሎት ፡ ነው ፡ ይህችውም ፡ ፪ ፡ ክፍል ፡ ናት ፡
ሰው ፡ ስለራሱ ፡ የሚጸልዩት ፡ ጸሎት ፡ ናት ፡
ይኸውም ፡ ሐዋርያው ፡ ከእናንተ ፡ ወገን ፡
አንዱ ፡ ሰው ፡ በመከራ ፡ ያለ ፡ ቢሆን ፡ ያጸልዩ፡
ሰላላ ፡ ነው ። (ያዕ ፡ ፭ ፡ ፲፫) ጳውሎስ ፡ የኖሰ ፡
፫ ፡ ደቂቅም ፡ በመከራቸው ፡ ጸለዩ ፡ ዳኑም ፡ ጌታ
ችንም ፡ መከራ ፡ በተቀበለበት ፡ ሌሊት ፡ ይህን ፡
ጸሎቱን ፡ አስተማረን ፡ የባልንጀራ ፡ ጸሎት ፡
ግን ፡ ስለርሱ ፡ የሐዋርያት ፡ ሥራ ፡ ምስክር ፡
ሆነ ፡ በታወረ ፡ ጊዜ ፡ ቤተ ፡ ክርስቲያን ፡ ሰለ ፡
ጴጥሮስ ፡ ትጸልይ ፡ እንደ ፡ ነበረ ፡ (የሐዋ ፡ ፲፪ ፡
፭) ጳውሎስም ፡ “እድን ፡ ዘንድ ፡ ስለእኔ ፡
ጸልዩ” አለ ። (ኤፌ ፡ ፮ ፡ ፲፱)

፳፻፷፭ ከዚህም ፡ በኋላ ፡ ስለበደል ፡ የሚጸለዩ ፡ የን

አንቀጽ : ፲፮ ።

ሰለ : ጸሎት ።

ከመ : ጸሎተ : ካዘን : በእንተ : ሕዝብ : በከመ : ገብሩ : ሙሴ : ወእርን : ወፊንሐሰ ።

ሰሐ : ጸሎት : ነው : ሙሴ : እርን : ፊንሐሰ : ካዘን : እንደመሆናቸው : ሰለ : ሕዝቡ : ያጸልዩ : እንደነበር ።

፳፻፶፮ ወእምዝ : ጸሎተ : መፍቅድ : ዘባቲ : ትትፈጸም ፤ መፍቅድ : እንተ : እትከልእ : እምነሃ : ሕግ : ከመ : ኅሣወ : ዘርእ : ወኅሣወ : ጥበብ : ከመ : ጸሎተ : ሐና : እንተ : ተጸገወት : ባቲ : ሳሙኤልሃ : ወሰብሐታኒ : ሶበ : ወስደቶ ። ወበከመ : ባህሉ : ሰሐዋርያ : እመቦ : ዘኅጥእ : ለጥበብ : ስይሰለል : ኅበ : ወሃቢ : እግዚአብሔር : በሰቆሕ : ወኢይናፍቅ : ቦቱ : እሰመ : ውእቱ : ይሁቦ : ለዘሰለለ : ወከመ : ባህሉ : ለእግዚእነ : ወኮሎ : ዘትሰለሎ : ውስተ : ጸሎት : በሃይማኖት : ትነሥኡ ።

፳፻፶፮ ከዚህም : ቀጥሎ : መጽሐፍ : ያልነበረው : ፈቃድ : የሚፈጸምበት : ጸሎት : ናት : ልጅን : እንደመሻት : ጥበብንም : እንደመሻት : ሳሙኤልን : እንደ : እገኘች : እንደሐና : ጸሎት : በወሰደችውም : ጊዜ : እንደአመሰግናች : (፳ኛ : ሳሙ : ፪ : ፩-፲) ሐዋርያው : “ጥበብን : ያጣ : ሰው : ቢኖር : ሳይጠራጠር : በሰፊው : ወይሚሰጥ : እግዚአብሔር : ያለምን : እንዳለ” (ዮሴ : ፩ : ፭) እርሱ : ለሰመን : ይሰጠዋል ። ጊታችንም : በጸሎት : የምትለምኑትን : ሁሉ : በሃይማኖት : ትቀበላላችሁ : ብሎ : እንደተናገረ” (ማቴ : ፳፩ : ፳፱)

፳፻፶፯ ወእምዝ : ጸሎተ : እበው : መንፈሳውያን : በእንተ : ውሎዶሙ : በከመ : ጸሎተ : ጳውሎስ : ወእዝዞቱ : ለረድኡ : ጢሞቴዎስ : በዝንቱ ።

፳፻፶፯ ከዚህ : በኋላ : ሰለ : ልጆቻቸው : የደገጉ : አባቶች : ጸሎት : ነው : እንደ : ጳውሎስ : ጸሎት : ደቀ : መዝሙሩ : ጢሞቴዎስንም : በዚህ : እንዳዘበው ።

፳፻፶፰ ረሰጠጅ : ጳውሎስ : ደሰቅ : ጳውሎስ : ወእ.ዩ. ዩሉ : ጸሎት : ምሰለ : ካዘን : ወጥዝ ። ወእምሰለ : ዘእ.ዩ.አ.ምን : ወእመኒ : ኮነ : ውሰተ : ቤት : ወዘጸለየ : ምሰለ : እሉ : ይትመተር ።

፳፻፶፰ ረሰጠጅ : ጳውሎስ : ደሰቅ : ጳውሎስ : ከተወገዘ : ካዘንና : ከማያምን : ሰው : ጋር : መጸልዩ : እዩገሳም : በቤትም : ውሰጥ : በገን : ከእነርሱ : ጋር : የጸለየ : ይሻር ።

፳፻፶፩ ደሰቅ : ፳ቱ : ወይደልወክሙ : እ : እንዳነ : ከመ : ትጸልዩ : በኮሎ : ጊዜ : ከመ : ይትመየጡ : መዝለፍያ : መጻት : እንበለ : ርትዕ : ኅበ : ኅዲገ : ቀጥጥ ።

፳፻፶፩ ደሰቅ : ፳ : ወንድሞቻችን : ዞዩ : ዘወትር : ትጸልዩ : ዘንድ : ይገባችኋል ። ያለአገባብ : ዘወትር : የሚቆሙ : ሰዎች : ቁጣን : ወይመተው : ይመለሱ : ዘንድ ።

፳፻፶፪ ዘ፲ቱ : ወሰበ : ቦእ : እንግዳ : ክበር : ወበዓለ : ሀገር : ኢትዎትር : ነገረከ : እ : ኢሊስቆጶስ : ዳእሙ : ይትወክፍዎ : አጋው : ኅቢሆሙ : ወያርኅብ : ሎቱ : ዲያቆን : መካነ : ከመ : ትኩን : መልእክቱ : ዘታሠምር : ለእግዚአብሔር ።

፳፻፶፪ ፲ : የከበረ : እንግዳ : ባላገርም : በመጣ : ጊዜ : ኢሊስቆጶስ : ዞዩ : ጸሎትዘን : እታዲርጥ : ወንድሞች : ከእነርሱ : ዘንድ : ይቀበሉት : እንጂ : ዲያቆኑም : ቦታውን : ይዘጋጅሉት : እንጂ : እገልግሎቱ : እግዚአብሔርን : ያሰ : የምታሰኘው : ትሆን : ዘንድ ።

፳፻፶፫ ሥርዋጽ : ተነግረ : ውስተ : ቀናናተ : ነገሥት : ለብላሲት : ትክት : ወሐራስ : ከመ : ያጸልዩ : ጸሎተ : በውስተ : ቤት : እኮ : በውስተ : ቤተ : ክርስቲያን ።

፳፻፶፫ ሥርዋሶ : በነገሥታት : መጽሐፍ : ውሰጥ : ተነገረ : ከግዳጅዋ : ያልነገች : ሴትና : እራሰ : ሴት : በቤተ : ክርስቲያን : ውሰጥ : ሳይሆን : በቤት : እንዲጸልዩ : በነገሥታት : መጽሐፍ : ተነገረ ።



አንቀጽ ፲፭ ።

አንቀጽ ፡ ፲፱፻፲፭ ።

በአንተ ፡ ስሎሙ ፡ እጽዋም ።

፳፻፳፱ ጸምስ ፡ ተከልለተ ፡ ብእሲ ፡ እሙብልዕ ፡ በጊዜ ፡ ዕውቅ ፡ በውስተ ፡ ሕግ ፡ እንዘ ፡ ይትኢዘዝ ፡ ለዘ ሐንጎ ፡ ለሥርየተ ፡ እበሳ ፡ ወብዝጎ ፡ ዕሣት ፡ ፈቲዶ ፡ ኪያዙ ፡ ከሙ ፡ ያደክም ፡ ኅይለ ፡ ፍት ወት ፡ ወትትኢዘዝ ፡ ለነፍስ ፡ ነዛበት ።

፳፻፳፩ ወዘተኢዘዘሂ ፡ ላዕለ ፡ ስሎሙ ፡ ክርስቲያን ፡ ወእቱ ፡ ጸመ ፡ ፃ ፡ ዘጸመ ፡ ክርስቶስ ፡ ሉቱ ፡ ስብሐት ፡ ዘይከውን ፡ ፍጹሚሃ ፡ በዓርበ ፡ ፍሥሕ ፡ እምዝኒ ፡ ሰሙን ፡ ስቅለት ። ወእሉ ፡ ይጸመው ፡ እስከ ፡ ፍጹሚ ፡ መዓልት ፡ ወኢይት በላዕ ፡ በሙ ፡ እንሰሳ ፡ ዘይወዕእ ፡ እምኒሁ ፡ ደም ፡ ወኢ ፡ ዘውእቱ ፡ እምእንሰሳት ።

፳፻፳፮ ዓዲ ፡ ረቡዕ ፡ ወዓርበ ፡ በሁሉ ፡ ሱባዔ ፡ ዘእን በለ ፡ መዋዕለ ፡ ሃ ፡ ወበዓለ ፡ ልደት ፡ ወጥም ቀት ፡ ሶበ ፡ ኅብሩ ፡ በሙ ። ወይጸምዎሙ ፡ እስከ ፡ ፆቱ ፡ ለዓት ፡ በከመ ፡ ተጽሕፈ ።

፳፻፳፯ ወእጽዋምሰ ፡ ካልእን ፡ እለ ፡ ተወስኩ ፡ ላዕለ ፡ ዝነቱ ፡ ወተሠርፀ ፡ በዙተ ፡ ክርስቲያን ፡ ትብ ባዋት ፡ ወእምኒሆሙ ፡ ዘይከውን ፡ በእምሳለ ፡ ጸም ፡ በዛይ ፡ በተጠናቅቆ ፡ ወይእቲ ፡ ሰሙን ፡ ሕርቃል ፡ ዘትከውን ፡ እምቅድሙ ፡ ጸም ፡ በዚይ ወጸመ ፡ ስብእ ፡ ነንዌ ፡ ፫ቱ ፡ ዕለታት ። ወጸመ ፡ ድራረ ፡ ልደት ፡ ወጸመ ፡ ድራረ ፡ ጥምቀት ።

፳፻፳፰ ወእምኒሆሙ ፡ ዘየሐጽጽ ፡ እምእሉ ፡ ወይከ ውን ፡ ከመ ፡ ረቡዕ ፡ ወዓርብ ፡ ወውእቱ ፡ ጸም ፡ ዘይቀድም ፡ እምልደት ፡ ወጥንተ ፡ ዚእሁ ፡ መን ፈቀ ፡ ኅዳር ፡ ወፋሲካሁ ፡ በዓለ ፡ ልደት ።

፳፻፳፱ ወእምዝ ፡ ጸመ ፡ ሐዋርያት ፡ ወውእቱ ፡ ይተሉ ፡ እምበዓለ ፡ ሐምሳ ፡ ወፋሲካሁ ፡ እመ ፡ ፭ ፡ ለሐምሌ ፡ በዓለ ፡ ጴጥሮስ ፡ ወዳውሉስ ።

፳፻፶፬ ወለእሉ ፡ እጽዋም ፡ ናሁ ፡ ጸምዎሙ ፡ ሕዝብ ፡ ምስለ ፡ ጉልቀ ፡ እምኢቃን ፡ ጳጳሳት ፡ ዘይበ ዝጉ ፡ ጉልቀሙ ፡ እምጉባኤያት ፡ ኅዳጣን ፡ እለ ፡ ወኩፋት ፡ ቀናናቲሆሙ ፡ ወይደሉ ፡ ዐቂ

ስለ ፡ እጽዋምት ፡ ሁሉ ።

አንቀጽ ፡ ፲፯ ።

ስለጸምኛት ፡ ሁሉ ።

፳፻፳፱ ጸምስ ፡ በሕግ ፡ ውስጥ ፡ ዘታወቀው ፡ ጊዜ ፡ የሰው ፡ ክምግብ ፡ መክልክል ፡ ነው ፡ በደሉን ፡ ለማስተሥረዶ ፡ ዋጊውን ፡ ለማብዛት ፡ እርሱን ፡ ወይ ፡ ሕግን ፡ ለውራለት ፡ እየታዘዘ ፡ የፈቲ ውን ፡ ኅይል ፡ ያደክም ፡ ዘንድ ፡ ለነዛበት ፡ ነፍስም ፡ ትታዘዝ ፡ ዘንድ ።

፳፻፳፭ ለክርስቲያን ፡ ሁሉ ፡ የታዘዘውም ፡ ጸም ፡ ክብር ፡ ምስጋና ፡ ያግባውና ፡ ክርስቶስ ፡ የጸ መው ፡ ጸመ ፡ ፃ ፡ ነው ። ፍጹሚዋ ፡ ከፍሥሕ ፡ (የአይሁድ ፡ ፋሲካ) በፊት ፡ ባለው ፡ ዓርብ ፡ የሚሆን ፡ ነው ፡ ከዚህም ፡ ተኮሎ ፡ የስቅለት ፡ ሳምንት ፡ ነው ። እነዚህም ፡ እስከ ፡ እሥራ ፡ ሁለት ፡ ሰዓት ፡ ድረስ ፡ ይጸማሉ ፡ ደም ፡ የሚ ወጣው ፡ እንሰሳ ፡ ከእንሰሳትም ፡ የሚገኘው ፡ አይዘባባቸውም ።

፳፻፳፮ ዳግመኛም ፡ በእየሳምንቱ ፡ ሁሉ ፡ ዓርብና ፡ ረቡ ዕን ፡ መጸም ፡ ነው ፡ በዓለ ፡ ሃ ፡ የልደትና ፡ የጥ ምቀት ፡ በዓል ፡ የተባበሩባቸው ፡ ጊዜ ፡ ካል ሆነ ፡ በታዩ ፡ እንደተጻፈው ፡ እስከ ፡ ፱ ፡ ሰዓት ፡ ድረስ ፡ ይጸማቸው ።

፳፻፳፯ በዚህ ፡ ላይ ፡ የተጨመሩ ፡ ሌሎች ፡ ጸምኛት ፡ ግን በግብፅ ፡ ቤተ ፡ ክርስቲያን ፡ ተጽፈዋል ። ከእነ ርሱም ፡ እንደ ፡ ዐበይ ፡ ጸም ፡ በመጠንቀቅ ፡ የሚሆን ፡ እለ ፡ ይህችውም ፡ ከዐበይ ፡ ጸም ፡ እስቀድማ ፡ የምትሆን ፡ የሕርቃል ፡ ጸም ፡ ናት ። የነንዌ ፡ ስዎች ፡ ጸም ፡ ፫ ፡ ቀን ፡ የልደትና ፡ የጥ ምቀት ፡ ዋዜማ ፡ ጸም ፡ (ዘዘድ) ።

፳፻፳፰ ከእነርሱም ፡ የሚያንሰ ፡ እንደ ፡ ረቡዕና ፡ እንደ ፡ ዓርብ ፡ የሚሆን ፡ እለ ፡ ይኸውም ፡ ከልደት ፡ እስቀድሞ ፡ የሚጸም ፡ ጸም ፡ ነው ፡ መጀመሪ ያው ፡ የኅዳር ፡ እኩሌታ ፡ ፋሲካው ፡ የልደት ፡ በዓል ፡ ነው ።

፳፻፳፱ ከዚህም ፡ ተኮሎ ፡ ከበዓለ ፡ ሃ ፡ ተኮሎ ፡ ያለ ፡ የሐዋርያት ፡ ጸም ፡ ነው ፡ ፋሲካውም ፡ በጴጥ ሮስና ፡ በዳውሉስ ፡ በዓል ፡ ሐምሌ ፡ ፭ ፡ ቀን ፡ ነው ።

፳፻፶፬ እነዚህን ፡ ጸምኛት ፡ ሕጎቻቸውን ፡ ከተቀበሏ ቸው ፡ በኋላ ፡ ከጥቂቶቹ ፡ ሙሳኤዎች ፡ ተኮራ ቸው ፡ ከሚበዙ ፡ ሊቀን ፡ ጳጳሳት ፡ ወገን ፡ ከተቆ ጠሩት ፡ ጋር ፡ ሕዝቡ ፡ እነሆ ፡ ጸመዋቸዋል ።

ቦቶ። ፡ ዘለንበለ ፡ ሕጻጽ ።

፳፻፸፩ ወእምኔሆን ፡ ዘለንበለ ፡ ዝንቱ ፡ በዐቲበ ፡ ብዙ ፡ ኃን ፡ ሎቱ ፡ ወውለቱ ፡ ጾም ፡ በእንተ ፡ በዓለ ፡ እግዝእትን ። ወፈድፋደሰ ፡ ዘይጸውምም ፡ ፅሙዳን ፡ ወመነኩሳት ፡ ወጥንቱ ፡ ቀዳሚ ፡ ነሐሴ ፡ ወበዓለ ፡ እግዝእትን ፡ ፋሲካሁ ።

፳፻፸፪ ወበእሉ ፡ እጽዋም ፡ እለ ፡ ተሠርዑ ፡ ያጹሙ ፡ እስክ ፡ ህቱ ፡ ሰዓት ፡ እምዕለት ፡ ወእይብልዑ ፡ ቦሙ ፡ ሥጋ ፡ ዘለንበለ ፡ ዓሣ ፡ ወዘሰ ፡ እፈድፈድ ፡ ጸመ ፡ እምዝንቱ ፡ ዘተሠርበ ፡ ያፈደፍደ ፡ ሱሣቱ ፡ ወእይጹሙ ፡ በዕለተ ፡ እሑድ ፡ ወበሰንበት ፡ ዘለንበለ ፡ ጥሉሳት ።

፳፻፸፫ ወጸምሰ ፡ ጸባሕተ ፡ ሥጋ ፡ ውለቱ ፡ በዘመ ፡ ምጽዋት ፡ ጸባሕተ ፡ ንዋይ ፡ ይእቲ ። ወመፍትደ ፡ ሕግሰ ፡ በጸም ፡ ከመ ፡ ትድከም ፡ ኅይሰ ፡ ፍትወት ፡ ወትትእዘዝ ፡ ለነፍስ ፡ ነባቢት ፡ በከመ ፡ መፍቅዳ ፡ ለጸሎት ፡ በዘትትኤዘዝ ፡ ኅይሰ ፡ መዓት ፡ ለልብ ።

፳፻፸፬ ወእምረባኅተ ፡ ጸም ፡ ንትሚሰል ፡ በመንፈሳውደን ፡ ወበተመሰሉት ፡ ያትከዘል ፡ ከመ ፡ ያብጸሕ ፡ ተመሳሊሁ ፡ ኅበ ፡ ተመስሎ ። ወካዕበ ፡ ከመ ፡ ያእምር ፡ ጸዋሚ ፡ ሕማመ ፡ ረኅብ ፡ ወይምሐሮሙ ፡ ለርኑባን ፡ ወለእስ ፡ ያሰእሉ ። ወካዕበ ፡ ከመ ፡ ያትመጠው ፡ ቀኅርባን ፡ እንዘ ፡ ውለቱ ፡ በጽኑስ ፡ ፍትወት ፡ ለተሲሰዮቱ ። ወይኩን ፡ ተመዋምቱ ፡ በጸሕቅ ፡ ነፍሳዊ ፡ ወሥጋዊ ። ወዓዲ ፡ ከመ ፡ ያምልኮ ፡ ለእግዚአብሔር ፡ በኩለንታሁ ፡ በእውንዮተ ፡ ጸም ፡ እመንገሰ ፡ ተእንሰሶ ፡ ወበጸሎት ፡ እመንገሰ ፡ ነባብደን ፡ ወበቀኖናት ፡ ንቡራት ፡ በእንተ ፡ እጽዋም ።

፳፻፸፭ ድሰቅ ፡ ጽወክቱ ፡ ወይኩን ፡ በንበክሙ ፡ ከቡረ ፡ ጸመ ፡ ማ ፡ ወጥንቱኒ ፡ በዕለተ ፡ ሰኑይ ፡ ዳግማዊ ፡ እምሰንበታት ፡ ወፍጽሚዑ ፡ በዕለተ ፡ ዓርብ ፡ እምቅድመ ፡ ፍሥሕ ። ያኤምር ፡ ኅበ ፡ ሱባዔ ፡ እንቱ ፡ እምድንረሃ ፡ ሱባዔ ፡ ፍሥሕ ። ወእምድንረ ፡ ዝንቱ ፡ ጸሐቱ ፡ ከመ ፡ ትረጽሙ ፡ ሰሙን ፡ ፋሲካ ፡ ቅዳሰ ፡ እምድንረ ፡ ጸም ።

፳፻፸፮ ሥርዋጽ ፡ ያትባወቅ ፡ ሰሙን ፡ ፍሥሕ ፡ እንቱ ፡ እምድንረሃ ፡ ሰሙን ፡ ፋሲካ ፡ ወከማሁ ፡ እዘ

ያሰሕዘዕም ፡ ሊጠብቁትው ፡ ያግባል ።

፳፻፸፭ ከእነዚህም ፡ ሌላ ፡ ብዙ ፡ ሰዎች ፡ ጠብቀው ፡ የሚጸሙት ፡ እለ ፡ ያኸውም ፡ ጾም ፡ ሰለእመቤታችን ፡ በዓል ፡ ነው ። ያልቀንም ፡ መናጋዎች ፡ መነኩሳቱ ፡ የሚጸሙት ፡ መጀመሪያው ፡ ነሐሴ ፩ ፡ ቀን ፡ ፋሲካው ፡ የእመቤታችን ፡ በዓል ፡ ነው ።

፳፻፸፪ በእነዚህ ፡ በታዘዙት ፡ ጾሞች ፡ ከቀኑ ፡ እስከ ፡ ህ ፡ ሰዓት ፡ ድረስ ፡ ያጹሙ ፡ ከዓሣ ፡ በቀር ፡ ሥጋ ፡ እይብሉባቸው ። ከዚህ ፡ ከታዘዘው ፡ አብልጦ ፡ የጸመ ፡ ግን ፡ ዋጋው ፡ ያበባለታል ፡ ከሆሉሳት ፡ በቀር ፡ እሑድ ፡ ና ፡ ቅዳሜ ፡ እይጹሙ ።

፳፻፸፫ ጸምስ ፡ የሥጋ ፡ ግብር ፡ ነው ፡ ምጽዋት ፡ የገንዘብ ፡ ግብር ፡ እንደሆነ ። ሕግ ፡ ጸምን ፡ ያሰወደደው ፡ የፈቲው ፡ ያር ፡ ትድከም ፡ ዘንድ ፡ ለንባቢት ፡ ነፍሰም ፡ ትታዘዝ ፡ ዘንድ ፡ ነው ። ጸሎትን ፡ ያሻው ፡ ፈቃድ ፡ ለልብ ፡ የቱጣ ፡ ኅይል ፡ እንድትታዘዝ ፡ እንደ ፡ ሆነ ።

፳፻፸፬ ጸም ፡ ያረባናል ፡ ብለን ፡ ከመጸማችን ፡ የተነሣ ፡ መንፈሳውያንን ፡ እንመሰላለን ፡ ከመሰልናቸውም ፡ የሚመስሉትን ፡ ለመምሰል ፡ ይቻላል ። ዳግመኛም ፡ ጸሚው ፡ የረኅብን ፡ ችግር ፡ ያውቅ ፡ ዘንድ ፡ ለተራቡትና ፡ ለሚለምኑት ፡ ያራራላቸው ። ዳግመኛም ፡ በዕኑሶ ፡ ፈቃድ ፡ ሁኖ ፡ ሊመገበው ፡ ሥጋውንና ፡ ደሙን ፡ ያቀበል ፡ ዘንድ ፡ ነው ፡ መቀበሉም ፡ በሥጋዊና ፡ በነፍሳዊ ፡ ትጋት ፡ ያሁን ፡ ዳግመኛም ፡ ከእንሰሳዊ ፡ ባሕርይ ፡ ተለዎቶ ፡ የጸምን ፡ ሥርዓት ፡ ጠብቆ ፡ ከሰው ፡ ወገን ፡ ደግሞ ፡ በጸሎት ፡ የተለየ ፡ ሁኖ ፡ ሰለ ፡ እጽዋም ፡ በተሠሩት ፡ ሕጎች ፡ የፀና ፡ ሁኖ ፡ በሁለንተናው ፡ እግዚአብሔርን ፡ ያምልከው ።

፳፻፸፭ ድሰቅ ፡ ጸዘ ፡ ጸመ ፡ ማ ፡ በእናንተ ፡ ዘንድ ፡ የከበረ ፡ ያሁን ፡ መጀመሪያውም ፡ ከሰንበቶቹ ፡ ሁለተኛ ፡ የዘንድ ፡ ሰኞ ፡ ነው ፡ መጨረሻውም ፡ ከፍሥሕ ፡ አስቀድሞ ፡ ባለው ፡ በዕለተ ፡ ዓርብ ፡ ነው ። ያሁም ፡ ከፍሥሕ ፡ ሱባዔ ፡ በኋላ ፡ ያለ ፡ ሱባዔ ፡ እንደሆነ ፡ ያሰረዳል ፡ ከወዚያ ፡ ጸም ፡ በኋላ ፡ የከበረ ፡ ሰሙን ፡ ሕማማትን ፡ ትረጽሙ ፡ ዘንድ ፡ ትኑ ።

፳፻፸፮ ሥርዋዕ ፡ ከርሰዋ ፡ በኋላ ፡ የፋሲካ ፡ ሳምንት ፡ የሚሆን ፡ ሰሙን ፡ ፍሥሕ ፡ (የአዳሁድ ፡ ፋሲካ)

አንቀጽ ፲፭ ።

ዙን ፡ ከመ ፡ ንጹም ፡ አሉንተ ፡ ሰዱሰ ፡ መዋ
ዕለ ፡ ወከመ ፡ ንጹም ፡ ረቡዕ ፡ ወዓርበ ፡ ለለሱ
ዛዔ ። እሰመ ፡ ዝንቱ ፡ ዘእንተ ፡ ፈጽሞተ ፡
ምክር ፡ ቡቱ ፡ ወዘኒ ፡ በእንተ ፡ ፈጽሞተ ፡
ፈቃዱ ፡ ለመድንኒን ። ወያለርፉ ፡ እምጽም ፡
በዕለት ፡ ሳብዓት ፡ ጊዜ ፡ ንቅወተ ፡ ዶርባ ።

፳፻፳፮ ወእይይሉ ፡ ከመ ፡ ያጹመ ፡ በዕለተ ፡ ሰንበት ፡
ወትረ ፡ እሰመ ፡ እግዚአብሔር ፡ አዕረፈ ፡ ቡቱ ፡
እምነሉ ፡ ግብሩ ፡ አላ ፡ ያይሉ ፡ ከመ ፡ ያጹመ ፡
በዝንቱ ፡ ሰንበት ፡ ባሕቲቱ ፡ እሰመ ፡ ፈጣሪ ፡
ፍጥረታት ፡ ኮነ ፡ ቡቱ ፡ ስኩበ ፡ ሙስታ ፡ መቃ
ብር ።

፳፻፳፯ ዘፀ ፡ ወበእሉ ፡ ኚቱ ፡ ዕለታት ፡ እይብልሁ ፡
ቦመ ፡ እንዘለ ፡ ኅብስት ፡ መጹመ ፡ ወማይ ፡
ባሕቲቱ ፡ ወእምወይንሰ ፡ ወሥጋ ፡ ተገኘሙ ፡
በእሉ ፡ ዕለታት ። እሰመ ፡ ዕለታተ ፡ ኅዘን ፡
እመንቱ ፡ ወኢኮነ ዕለታተ ፡ በዓላት ፡ ለለ
ለተ ፡ ዓርብሰ ፡ ወሰንበት ፡ ጹምም ፡ ለጀ
ሆመ ፡ ኅቡረ ፡ ወዘይክል ፡ እይጥዓም ፡ ምን
ተኒ ፡ ቡቶን ፡ እሰከ ፡ ጊዜ ፡ ንቅወተ ፡ ዶርባ ፡
ዘሌሊት ፡ ወለእመሰ ፡ አከህለ ፡ ብእሊ ፡ ከመ ፡
ይጹም ፡ ጀሆን ፡ ዕለታተ ፡ ኅቡረ ፡ ያዕቀብ ፡
ጸመ ፡ ዕለተ ፡ ሰንበት ።

፳፻፳፱ ያቤ ፡ እግዚእ ፡ በእንተ ፡ ነፍሱ ፡ አመ ፡ ነሥ
እዎ ፡ ለመርዓዊ ፡ እምኔሆመ ፡ አሜሃ ፡ ያጸ
ውመ ። ወአንትመኒ ፡ ጹመ ፡ በእሉ ፡ ዕለታት ፡
ኅሰከ ፡ ሌሊት ፡ በከመ ፡ ገበርን ፡ ንሕነ ፡ አመ ፡
ነሥእዎ ፡ እምኔን ።

፳፻፴ ወእምድኅረ ፡ ፈጸምከመ ፡ ገቢረ ፡ በዓለ ፡ ሃ ፡
ገበሩ ፡ ካዕበ ፡ በዓለ ፡ ሰቡዕ ፡ መዋዕለ ፡ ካልእ ፡
ወእምዘ ፡ ጹመ ፡ እምድኅረ ፡ አዕረፍከመ ።
ወዓዲ ፡ ንኤዝዘከመ ፡ ከመ ፡ ትጹመ ፡ ወትረ ፡
ረቡዕ ፡ ወዓርበ ፡ ወእመሰ ፡ ያትከህለከመ ፡
ፈድፋድ ፡ እምዝንቱ ፡ ጹመ ፡ ወዘቡ ፡ ምጽዋተ ፡
ኅንዳዎን ።

፳፻፴፩ ሥርዋጽ ፡ እምቃለ ፡ መምህር ፡ ኅሩይ ፡ አላ
ዲሁ ፡ ለዝንቱ ፡ መጽሐፍ ፡ ያምሐር ፡ እግዚአ
ብሔር ። ወትእምርቲሰ ፡ ለዝንቱ ፡ ሱባዔ ፡
ከመ ፡ አመፍትው ፡ ለነ ፡ ንብላዕ ፡ ቡቱ ፡ ናሁ ፡
መካን ፡ ዘአዘነ ፡ ቡቱ ፡ በጸዊመ ፡ ረቡዕ ፡ ወዓ

ሰለ አጽዋግት ፡ ሁሉ ።

እንደሆነ ፡ ያታወቃል ፡ እንደዚሁም ፡ እነዚህን ፡
ስድስቱን ፡ ቀኖች ፡ እንጾም ፡ ዘንድ ፡ እዘዙን ፡
በየሳምንቱም ፡ ረቡዕን ፡ ዓርብን ፡ እንጾም ፡
ዘንድ ፡ እዘዙን ። ያኸውም ፡ ምክር ፡ የተረጸ
መበት ፡ ነውና ፡ ያኸኛውም ፡ መድንኒታችን ፡
ፈቃዱን ፡ በለፈጸመበት ፡ ነውና ፡ በሰባተኛው ፡
ቀን ፡ ዶሮ ፡ በጭኸ ፡ ጊዜ ፡ ከጾም ፡ ያረፉ ።

፳፻፳፯ ዘወትር ፡ ዘዕለተ ፡ ሰንበት ፡ መጽም ፡ አይገ
ባም ፡ እግዚአብሔር ፡ ከሥራው ፡ ሁሉ ፡ አርፎ
በታልና ፡ ቅዳሜ ፡ ሰዑርን ፡ ብቻ ፡ ሊጸመ ፡ ይገ
ባል ፡ እንጂ ። የፍጥረታቱ ፡ ሁሉ ፡ ፈጣሪ ፡ በመ
ቃብር ፡ ውስጥ ፡ አድርጎበታልና ።

፳፻፳፰ ፀ ፡ በሊህ ፡ በሰድሰቱ ፡ ቀኖች ፡ ከቀጣ ፡ ከጨው
ከውኃ ፡ ብቻ ፡ በቀር ፡ አይብሉባቸው ፡ በሊህ ፡
ቀኖች ፡ ከወይን ፡ ከሥጋ ፡ ተለዩ ፡ የኅዘን ፡ ቀኖ
ች ፡ ናቸውና ፡ የይስታ ፡ ቀኖች ፡ እይይሉም ፡
ዓርብንና ፡ ቅዳሜን ፡ ግን ፡ ሁለቱንም ፡ በእንድ
ነት ፡ ጹሟቸው ። የሚችል ፡ እሰከ ፡ ሌሊቱ ፡
ዶሮ ፡ ጨኸት ፡ ጊዜ ፡ ድረስ ፡ ምንም ፡ ምን ፡
አይቅመስባቸው ፡ ሰውየው ፡ ሁለቱን ፡ ቀኖች ፡
ዘእንድነት ፡ መጽም ፡ ባይቻለው ፡ ግን ፡ የቅዳ
ሜን ፡ ጹም ፡ ያጹም ።

፳፻፳፱ ኔታ ፡ ሰለ ራሱ ፡ እንዲህ ፡ አለ ። “መኸራ
ውን ፡ ከእነርሱ ፡ ለይተው ፡ በወሰዱት ፡ ጊዜ ፡
ያንጊዜ ፡ ያጸማሉ” (ማቴ ፡ ፱ ፡ ፲፭) እናንተም ፡
በእነዚህ ፡ ቀኖች ፡ እሰከ ፡ ሌሊት ፡ ድረስ ፡
ጹመ ፡ መኸራውን ፡ ከእኛ ፡ ለይተው ፡ በወሰ
ዱት ፡ ጊዜ ፡ እኛ ፡ እንደ ጾምን ።

፳፻፴ በዓለ ፡ ሆን ፡ ከጨረሳችሁ ፡ በኋላ ፡ ዳግመኛ ፡
ሰባት ፡ ቀን ፡ ሌላ ፡ በዓለ ፡ አድርጉ ፡ ከዚህም ፡
ተጥሎ ፡ ከአረፋችሁ ፡ በኋላ ፡ ጹመ ። ዳግመኛ
ም ፡ ረቡዕንና ፡ ዓርብን ፡ ዘወትር ፡ ትጹመ ፡
ዘንድ ፡ እናገባችኋለን ፡ የሚቻላችሁሰ ፡ ከሆነ ፡
ከዚህ አብልጣችሁ ፡ ጹመ ፡ ለድሆችም ፡ ምጽ
ዋት ፡ ስጡ ።

፳፻፴፩ ሥርዋጽ ፡ እግዚአብሔር ፡ ያቅር ፡ ያበለውና ፡
ይህን ፡ መጽሐፍ ፡ ከሰበሰበው ፡ የተመረጠ ፡
ከሆነው ፡ መምህር ፡ ቃል ፡ የተገኘ ፡ ነው ፡ የዚህ
ሳምንት ፡ ምልክት ፡ ግን ፡ ልንበላበት ፡ እንደማ
ይገባ ፡ እነሆ ፡ ረቡዕንና ፡ ዓርብን ፡ እንድንጾም ፡
ያዘበበት ፡ አንቀጽ ፡ አለ ፡ ዳግመኛም ፡ በዓለ ፡

ርብ፡ ወደገመ፡ ቦቱ፡ ዘከርቶ፡ ያ፡ ወልደት፡
ወጥጥቶት፡ ወኢደገመ፡ ዘከርቶ፡ ዝንቱ፡
ሱባዔ፡ ሶበሰ፡ ኮነ፡ እመዋዕል፡ እስ፡ ይበል፡
ውስቴታ፡ ወዘኢደደሉ፡ ጸዋም፡ በውስቴቱ፡
ከመ፡ እልከቱ፡ እምደገመ፡ ዘከርቶ =

፩፻፹፪ ወካዕበ፡ እስመ፡ እሙንቱ፡ መዋዕላት፡ እስ፡
እዘዙን፡ ከመ፡ ኢንጾም፡ ወኢንሰግድ፡ ቦቶን፡
ከመ፡ እሑድ፡ ወሰንበት፡ ወበዓላተ፡ እግዚእ፡
ኢዘከረ፡ ምስሌሆን፡ ዘንቶ፡ ሱባዔ = ወካዕበ፡
ሐዘንሰፍ፡ ገቢረ፡ ግብረ፡ ሕግግት፡ ተእዘዘ፡
ከመ፡ ይግበር፡ ህየንቴሃ፡ እምድገረ፡ በዓስ፡ ያ፡
ወለእመስ፡ ኮነ፡ ዝንቱ፡ ሱባዔ፡ ዘእምድገረ፡
በዓስ፡ ያ፡ ዘይደሉ፡ ከመ፡ ይብል፡ ቦቱ፡
እምድገረ፡ ያ፡ ስለታት፡ እምተብህለ፡ ወእም
ድገራሁ፡ ካዕበ፡ ወዓዲ፡ ካዕበ = ወዘተብህለሰ፡
እብዕሉ፡ ቦቱ፡ እስመ፡ ኢይቤ፡ በእንቴእሁ፡
ዘእንበለ፡ ግበሩ፡ በዓለ =

፩፻፹፫ ሥርዋጽ፡ ዝንቱስ፡ ያሌምር፡ ኅበ፡ ጸመ፡
ረቡዕ፡ ወዓርብ፡ ወስቴቱ፡ ወኢይኤምር፡
ከመ፡ ይፈጽሙ፡ ኪያሆሙ = ወናሁ፡ ይቤሉ፡
ባስልዮስ፡ ወእፈወርቅ፡ እስመ፡ ገቢረ፡ በዓ
ለሰ፡ እኮ፡ መብልዕ፡ ወእቱ፡ ወዓዲ፡ ዕወቅ፡
ወእቱ፡ ከመ፡ ገቢረ፡ በዓለ፡ በጾም፡ ወእቱኬ
ከመ፡ ይትንበብ፡ ዘይደሉ፡ ለበዓለ፡ ወእኮ፡
ከመ፡ ይብል፡ ቦቱ = ወናሁ፡ እዘዘቀን፡ ቀኖና
ከመ፡ ናብዕል፡ ቶተ፡ ስለታተ፡ ሶበ፡ ተሠይመ፡
ኤዲባቆዳስ፡ ወእመር፡ ወእቱ፡ ከመ፡ ንሕን፡
ኢንበልዕ፡ በእላ፡ ሠላስ፡ መዋዕላት፡ ስእመ፡
ኮነ፡ በጾም፡ ወገቢረ፡ በዓለ፡ እኮ፡ ወእቱ፡
በበሊዕ =

፩፻፹፬ ወዓዲ፡ ናሁ፡ ኅተሙ፡ ዘንቶ፡ ቀኖና፡ በብሂሉ
ቶሙ፡ እመ፡ ይትከህለከመ፡ ፈድፋደ፡ እምዝ
ንቱ፡ ጸመ፡ ወለእመስ፡ መጽክ፡ በእንቴእሁ፡
ተጋእዞ፡ ጸዋምቱ፡ ድልው፡ ወይኤዮስ፡ ፈድ
ፋደ፡ እመብልዕ =

፩፻፹፭ ወካዕበ፡ እስመ፡ ቦ፡ እምጉባኤያት፡ ዘይከ
ውን፡ ጉልቆሙ፡ መጠን፡ ቆ፡ ጉባኤ፡ ወንዋ፡
ጾምን፡ ዘንተ፡ ጸመ፡ በውስተ፡ ዝንቱ፡ ሱባዔ፡
እስከ፡ መዋዕል፡ እለ፡ ፈድፈደ፡ ጉልቆሙ፡
እምዝንቱ፡ ጉልቆ፡ እምሊቃን፡ ጳጳሳት፡
ዘእለ፡ እስከንድርያ = ወለእመ፡ ተዐዶን፡ ትእ

ያ፡ ልደት፡ ጥምቀት፡ ቢውልባቸው፡ እትጸሙ
ብሎ፡ ያዘዘበት፡ እንቀጽ፡ እለ = ሰለዚህ፡ ሳም
ንት፡ ግን፡ እልተናገረም = ቢበሉባቸው፡ በሚ
ገባ፡ ቀኖች፡ ውስጥ፡ ሊጸሙባቸው፡ የማይገባ፡
ቢሆን፡ ኖሮ፡ እንደእነዚያ፡ መልሶ፡ በተናገረ፡
ነበር =

፩፻፹፮ ዳግመኛም፡ እንዳንጾምባቸው፡ እንዳንበግድባ
ቸው፡ የታዘዘባቸው፡ ቀኖች፡ እንደ፡ እሑድ፡
እንደ፡ ሰንበት፡ እንደ፡ ጌታ፡ በዓላት፡ ያሉ፡
ቀኖች፡ አሉና፡ ከእነርሱ፡ ጋር፡ ይህን፡ ሳምንት
እልተናገረም = ዳግመኛም፡ የሰሙን፡ ሕግግት
ን፡ ሥራ፡ ሳይሠራ፡ ላለፈበት፡ ከበዓለ፡ ያ፡
በኋላ፡ ሰለርስዋ፡ መጾም፡ መሰገድ፡ ይገባ፡
ዘንድ፡ ታዘዘ = ከበዓለ፡ ያ፡ በኋላ፡ የሚው
ለው፡ ሳምንት፡ ያህ፡ ቢሆን፡ ኖሮ፡ ከዓ፡ ቀኖ
ች፡ በኋላ፡ ይበሉበት፡ ዘንድ፡ የሚገባ፡ ቢሆን፡
እንደገና፡ ብሉበት፡ በተባለ፡ ነበር = በዓለ፡
አድርጉ፡ ማስቱ፡ ግን፡ በዓለ፡ አድርጉ፡ ከማ
ለቱ፡ በቀር፡ ብሉበት፡ እላለምና =

፩፻፹፯ ሥርዋጽ፡ ይህስ፡ በውስጡ፡ ያሉትን፡ የዓርብ
ንና፡ የረቡዕን፡ ጾም፡ ያሰረዳል = እነርሱንም፡
ይፈጽሟቸው፡ ዘንድ፡ እያሰረዳም፡ እነሆ፡
ባስልዮስና፡ እፈወርቅ፡ እንዲህ፡ እሉ፡ በዓለ፡
ማክበር፡ በመብል፡ እይደለምና፡ ዳግመኛም፡
በጾም፡ በዓለ፡ ማክበር፡ እንዲገባ፡ የታወቀ፡
ነው = ይኸውም፡ ለበዓሉ፡ የሚሰማግግው፡ እን
ዲነበብ፡ ነው፡ እንጂ፡ ሊበሉበት፡ እይደለም =
ኤዲባቆዳስ፡ በተሾመ፡ ገዜ፡ ቶ፡ ቀን፡ እንድና
ከብር፡ እነሆ፡ ቀኖና፡ እዘዘችን፡ በጾም፡ ቀን፡
እንኳ፡ ቢሆን፡ በእነዚህ፡ በቺ፡ ቀኖች፡ እንዳን
በላ፡ የታወቀ፡ ነው፡ በዓለ፡ ማክበር፡ በመ
ብል፡ እይደለም =

፩፻፹፰ ዳግመኛም፡ ቢቻላችሁ፡ ከዚህ፡ እብዝታችሁ፡
ጸሙ፡ በማለታቸው፡ ይህን፡ ሕግ፡ እነሆ፡
ወሰኑ፡ በጾሙ፡ ምክንያት፡ ጠብ፡ ክርክር፡
ቢሆን፡ መጾም፡ ይገባል = ከመብላት፡ በጣም፡
ይሻላል =

፩፻፹፯ ዳግመኛም፡ ከተሰበሰቡት፡ ወገን፡ ቀጥራቸው
ኻያ፡ የሚሆኑት፡ ጸመውታልና፡ ከእስከንድ
ርያ፡ ሊቃን፡ ጳጳሳት፡ ወገን፡ ከዚህ፡ ቀጥር፡
ቀጥራቸው፡ እስከ፡ በዙት፡ ሊቃን፡ ጳጳሳት፡
ድረሰ፡ በዚህ፡ ሳምንት፡ እነሆ፡ ይህን፡ ጾም፡
ጾምን = የማገበሩን፡ ትእዛዝ፡ ብንተላለፍ፡

እንቀጽ ፡ ፻፳፭ ፡

ሰለ ፡ እጽግግት ፡ ዑሉ ፡

ዛዛተ ፡ ግንባር ፡ ዝንቀሰ ፡ ኢኮነ ፡ ሠናዩ ፡
ወረሰይነ ፡ ዘንተ ፡ ግንባር ፡ ሕሠመ ፡ ፈድ
ፋደሰ ፡ ሶበ ፡ ተቃወመ ፡ ትሩፋተ ፡ ሕገጋ
ተነ ፡ ዘውእቲ ፡ እክይ ፡ በእዑቆተ ፡ ስሰዕት ፡
በእንተ ፡ መባለዕት ፡

ይህን ፡ ግንባር ፡ እንዲነቀፍ ፡ ብናደርግ ፡ ደግ
እይይሰም ፡ ይልቁንም ፡ የሕጋችንን ፡ ትሩፋት ፡
በተቃወመ ፡ ጊዜ ፡ ይኸውም ፡ ስለመብል ፡
ስሰትን ፡ በመግለጽ ፡ የሚደረግ ፡ ክፋት ፡ ነው ፡

፳፻፳፮ ወካዕበ ፡ በከመ ፡ ጸመ ፡ ሙሴ ፡ እምቅድመ ፡
ይንግሮመ ፡ ለሕዝብ ፡ ሕገ ፡ ኦሪት ፡ ዘንሥእ ፡
እግዚእብሔር ፡ በበዓለ ፡ ሃ ፡ ወእግዚእነሂ ፡
ጸመ ፡ እምድጎረ ፡ ርደተ ፡ መንፈስ ፡ ቅዱስ ፡
ሳዕሌሁ ፡ እምቅድመ ፡ ይንግሮመ ፡ ለሕዝብ ፡
ሕገ ፡ ዘእሁ ፡ ወከማሁ ፡ ጸመ ፡ ሐዋርያትኒ ፡
ሶበ ፡ ወረደ ፡ ሳዕሌሆመ ፡ መንፈስ ፡ ቅዱስ ፡
በበዓለ ፡ ሃ ፡ ቅድመ ፡ ተናብቦቶመ ፡ ለሕዝብ ፡
በሕግ ፡ መሢሐዊት ፡ ወንሕነኒ ፡ ተመራሕነ ፡
በሙ ፡ በዝንቱ ፡ ወበዝዩ ፡ ኮነ ፡ ፍጻሜ ፡ ሥር
ዋጽ ፡

፳፻፳፯ ዳግመኛም ፡ ስለ ፡ ህኛው ፡ ቀን ፡ እከባበር ፡
ሙሴ ፡ ከእግዚእብሔር ፡ ዘንድ ፡ የተቀበለውን ፡
ሕገ ፡ ኦሪት ፡ ለሕዝቡ ፡ ከማስተማሩ ፡ በፊት ፡
እንደጸመ ፡ (ዘሀ ፡ ፳፱ ፡ ፳፮) ጌታችንም ፡ በርሱ ፡
ላይ ፡ መንፈስ ፡ ቅዱስ ፡ ከወረደ ፡ በኋላ ፡ የር
ሱን ፡ ሕግ ፡ ለሕዝብ ፡ ከማስተማሩ ፡ እስታደግ
ጸመ ፡ ሐዋርያትም ፡ በበዓለ ፡ ሃ ፡ መንፈስ ፡
ቅዱስ ፡ በወረደላቸው ፡ ጊዜ ፡ ሕገ ፡ ወንጌልን ፡
ለሕዝቡ ፡ ከማስተማራቸው ፡ እስታደግ ፡ እንደ
ዚሁ ፡ ጸመ ፡ እኛም ፡ በዚህ ፡ በእነርሱ ፡ ተመ
ራን ፡ የሥርዋጽ ፡ ፍጻሜ ፡ በዚህ ፡ ሆነ ፡

፳፻፳፰ ረስጣ ፡ ጽወጽቱ ፡ ወሶበ ፡ ተሰነእወ ፡ ወኅብረ ፡
ዕስተ ፡ ልደት ፡ በዕስታተ ፡ ጸም ፡ ዘውእቶመ ፡
ረቡዕ ፡ ወዓርብ ፡ ይጸልዩ ፡ ወይትመጠዉ ፡
እምሥጢራተ ፡ ቅድሳት ፡ ወእይፍትሐ ፡
ጸመ ፡ እስከ ፡ ሆኑ ፡ ሰዓት ፡

፳፻፳፰ ረስጣ ፡ ጽፏ ፡ ልደት ፡ በጸም ፡ ቀኖች ፡ ረቡዕና ፡
ዓርብ ፡ በውል ፡ ይጸልዩ ፡ ሥጋውንና ፡ ደመ
ንም ፡ ይቀበሉ ፡ እስከ ፡ ዘጠኝ ፡ ሰዓት ፡ ድረስ ፡
ጸመ ፡ ብለው ፡ እይፍረዱ ፡

፳፻፳፱ ረስጠብ ፡ ማ ፡ ወለእመ ፡ ኮነ ፡ ጅዱ ፡ ውስተ ፡
ቀላይ ፡ ወእይእመረ ፡ ዕለተ ፡ ሕማማት ፡ ይጸም
እምድጎረ ፡ በዓለ ፡ ሃ ፡ እኮ ፡ ውእቱ ፡ ዕስተ ፡
ሕማማት ፡ ዘየዐቅብ ፡ እሳ ፡ እምሳሊሁ ፡ ውእቱ ፡
ባሕቱ ፡ ይደሉ ፡ ሳዕሌሁ ፡ ጸም ፡ ህየንቱሁ ፡

፳፻፳፱ ረስጠብ ፡ ማ ፡ እንድ ፡ ሰው ፡ በባሕር ፡ ቢኖር ፡
ሰሙን ፡ ሕማማትን ፡ ባያውቅ ፡ ከበዓለ ፡ ሃ ፡
በኋላ ፡ ይጸም ፡ ይኸውም ፡ ሰሙን ፡ ሕማማ
ትን ፡ የሚጠብቅ ፡ እይይሰም ፡ ምሳሌውን ፡ ብቻ
ነው ፡ እንጂ ፡ ስለእርሱ ፡ መጸም ፡ ይገባዋል ፡

፳፻፴፬ ረስጠጅ ፡ ጽ ፡ ረስጠብ ፡ ማጽቱ ፡ ወዘእይጸ
ውም ፡ ጸመ ፡ ማ ፡ ወረቡዕ ፡ ወዓርብ ፡ እመ ፡
ኮነ ፡ ካህን ፡ ይትመተር ፡ ዘእንበሰ ፡ ዘሀሎ ፡
ዘቦቱ ፡ ደዌ ፡ ክሡት ፡ ወእመኒ ፡ ኮነ ፡ ሕዝባዌ ፡
ይትፈሰጥ ፡

፳፻፴፬ ረስጠጅ ፡ ጽ ፡ ረስጠብ ፡ ማጽ ፡ ሀቢይ ፡ ጸምንና ፡
ዓርብን ፡ ረቡዕን ፡ የማይጸም ፡ የታወቀ ፡ ደዌ ፡
ያለበት ፡ ካልሆነ ፡ በቀር ፡ ካህን ፡ ቢሆን ፡ ይሻር ፡
ሕዝባዊ ፡ ቢሆንም ፡ ይለይ ፡

፳፻፴፮ ረስጠብ ፡ ማ ፡ ረስጠጅ ፡ ጿ ፡ ወእመ ፡ ገብረ ፡
ካህን ፡ ግብረ ፡ ሕማማት ፡ እምቅድመ ፡ ያዕሪ ፡
ሌሊተ ፡ ወመዓልተ ፡ ይትፈሰጥ ፡ ወእመቦ ፡
ዘተረከበ ፡ እምካህናት ፡ እንዘ ፡ ይጸውም ፡ በዕ
ለተ ፡ እሑድ ፡ እው ፡ በዕለተ ፡ ሰንበት ፡ በእን
በሰ ፡ ሰንበት ፡ ዐባይ ፡ ባሕተታ ፡ ዘድጎረ ፡
ሕማማት ፡ ይትመተር ፡

፳፻፴፮ ረስጠብ ፡ ማ ፡ ረስጠጅ ፡ ጿ ፡ ካህን ፡ ሰሙን ፡
ሕማማትን ፡ ቀንና ፡ ሌሊቱን ፡ ሳያስተካክል ፡
እስታደግ ፡ ቢያውል ፡ ይሻር ፡ ከሕመማት ፡
ተጥላ ፡ ከምትሆን ፡ ከቅዳሜ ፡ ሰዑር ፡ በቀር ፡
እሑድንና ፡ ቅዳሜን ፡ የጸመ ፡ ካህን ፡ ቢኖር ፡
ይሻር ፡

፳፻፴፯ ዶቅ ፡ ማጽቱ ፡ ወእይደሉ ፡ በጸመ ፡ ማ ፡ ከመ ፡
ናብዕል ፡ ዕለተ ፡ ሰማዕታት ፡ እሳ ፡ ይኩን ፡
ተዘካረ ፡ ሰማዕታት ፡ በዕለተ ፡ እሑድ ፡ ወሰን
በት ፡

፳፻፴፯ ዶቅ ፡ ማጽ ፡ በዐቢይ ፡ ጸም ፡ የሰማዕታትን ፡ ዘዓ
ል ፡ ልናከብር ፡ እይገባንም ፡ የሰማዕታት ፡
መታሰቢያ ፡ በእሑድ ፡ በቅዳሜ ፡ ይሁን ፡
እንጂ ፡

፳፻፴፰ ዘዓወደቱ ፡ ወእይደሉ ፡ በጸመ ፡ ማ ፡ ገብረ ፡ ከብ

፳፻፴፰ ያጀ ፡ በማ ፡ ጸም ፡ ሠርግ ፡ ማድረግ ፡ እይገ

፳፻፲፩ ካብ ፡ ወኢብእሲት ፡ ሶበ ፡ ትወልድ ፡ ወኢይጸ
 ውዑ ፡ ሰብእ ፡ ጎበ ፡ መካነ ፡ ስቴ ፡ ለሰትይ ።
፳፻፲፪ በሰ ፡ ፎወጂቱ ፡ ወኢይደሉ ፡ ይስተይ ፡ መኑሂ ፡
 እምካህናት ፡ ወይነ ፡ በጸመ ፡ ፃ ፡ ወኢበጸመ ፡
 ረቡዕ ፡ ወዓርብ ፡ ወኢይባእ ፡ ውስተ ፡ ቤተ ፡
 ምሕግብ ፡ ወኢይኑም ፡ ብእሲ ፡ ምሰለ ፡ ብእ
 ሲቱ ፡ በመዋዕለ ፡ ጸም ፡ ዘፃ ።

፳፻፲፫ ወሶበ ፡ ጎብረ ፡ በዓለ ፡ ሰማዕታት ፡ ምሰለ ፡
 ጸም ፡ እመ ፡ አብወለ ፡ ኤጲስቆጶስ ፡ አው ፡
 ቀሲስ ፡ በመብልዕ ፡ ሰሕዝብ ፡ በአንተ ፡ ምክ
 ንያተ ፡ ሞቶሙ ፡ ለሰማዕታት ፡ ይትመተር ፡
 እሰመ ፡ ውእቱ ፡ ኮነ ፡ ምክንያተ ፡ እከይ ፡ ላዕለ ፡
 ነፍሳት ፡ ብዙኃት ። ወእመሰ ፡ በልዑ ፡ እመ
 ንቱ ፡ በፈቃድሙ ፡ ይሰድድሙ ፡ ኤጲስቆጶስ ፡
 አው ፡ ቀሲስ ፡ እሰመ ፡ ኢይደሉ ፡ ይብልዑ ፡
 በዕለተ ፡ በዓለ ፡ ሰማዕታት ፡ እመ ፡ ኮነ ፡ በመዋ
 ዕለ ፡ ጸም ፡ እሰመ ፡ እሉብ ፡ ሰማዕታት ፡ ሞቱ ፡
 ወውዕዩ ፡ በእሳት ፡ እንዘ ፡ ርጉባን ፡ ወዕመ
 እን ።

፳፻፲፬ ወበእንተ ፡ ዕለተ ፡ ልደትሰ ፡ ወጥምቀት ፡ በው
 እቱ ፡ ዘመን ፡ ዘተጋብሎ ፡ ጉባኤ ፡ በኒቅያ ፡
 አዘዙ ፡ ከመ ፡ ይኮን ፡ ቀርባን ፡ ስመ ፡ በሌ
 ሊት ፡ ወከማሁ ፡ በበዓለ ፡ ሄኒ ፡ ካዕበ ።

፳፻፲፭ ወበጸመ ፡ ፃ ፡ ቅድስት ፡ በሱባዔ ፡ ቀዳማዊ ፡
 ይጼሙ ፡ እሰከ ፡ ዕርበተ ፡ ፀሐይ ፡ ወሶበ ፡
 ጎብረ ፡ ይጼሙ ፡ እሰከ ፡ ፲ወጅዱ ፡ ሰዓት ፡ ወበ
 መዋዕለ ፡ ሕማማትሰ ፡ እሰከ ፡ ፀአተ ፡ ኮከብ ፡
 ወኢይሠርገዉ ፡ በእሉን ፡ መዋዕላት ።

፳፻፲፮ ወአንስትኔ ፡ ይግድፋ ፡ ሥርጋዌሆን ፡ ወከሉ ፡
 ለሰጃጃዱ ፡ ይደሉ ፡ ላዕሌሁ ፡ ከመ ፡ ይትዕቀብ ፡
 በዕለተ ፡ ጸመ ፡ ፃ ፡ ወሰሙነ ፡ ሕማማት ፡
 እሰመ ፡ መድኃኒትነ ፡ ወሥርዩተ ፡ ኃጢአትነ ፡
 በውስቴቶን ፡ ወውእቱ ፡ ጎብር ፡ ወፀእ ፡ እም
 ሕገ ፡ በብባብ ፡ ከመ ፡ ኢይትላጸት ፡ ጅዱሂ ፡
 ውስተ ፡ መንጸፋ ፡ በመዋዕለ ፡ ፃ ፡ ፍጹመ ።
 አሌ ፡ ሉቱ ፡ ለዘይገብር ዘንተ ፡ ኃጢአተ ፡ በመ
 ዋዕለ ፡ ሕማማት ፡ ቅድስት ፡ ወእመሰ ፡ ገበርን ፡
 ፈቃዳተነ ፡ በጸመ ፡ ፃ ፡ ቅድስት ፡ በፍግዓ ፡ አይ
 ቴኬ ፡ ሀሉ ፡ ፍሥሐነ ፡ ሶበ ፡ ርኢነ ፡ ትንሣኤሁ ፡

ባም ፡ ሴትም ፡ በወለደች ፡ ጊዜ ፡ ሰውን ፡ ወደ ፡
 መጠጥ ፡ ቤት ፡ መጥራት ፡ አይገባም ።
፳፻፲፯ በሰ ፡ ፎጂ ፡ ከካህናት ፡ ወገን ፡ ማንም ፡ ቢሆን ፡
 በፃ ፡ ጸም ፡ በዓርብና ፡ በረቡዕም ፡ ጸም ፡ ወይን ፡
 መጠጣት ፡ አይገባውም ፡ ወደ ፡ መዋት ፡ (ውሽ
 ባ ፡ ቤት ፡) አይገባ ። በዐቢይ ፡ ጸም ፡ ወራት ፡
 ሰው ፡ ከሚሰተ ፡ ጋር ፡ አይተኛ ።

፳፻፲፰ የሰማዕታት ፡ በዓል ፡ ከጸም ፡ ላይ ፡ ቢውል ፡
 ስለ ፡ ሰማዕታት ፡ ሞት ፡ ምክንያት ፡ ኤጲስቆ
 ጶስ ፡ ወይም ፡ ቴሱ ፡ ለሕዝቡ ፡ በመብል ፡
 በዓል ፡ ቢያከብር ፡ ይሻር ። እርሱ ፡ ለብዙዎች ፡
 ሰዎች ፡ የኃጢአት ፡ ምክንያት ፡ ሆኗልና ፡ እነ
 ርሱ ፡ በፈቃዳቸው ፡ ቢበሉ ፡ ግን ፡ ኤጲስቆጶስ ፡
 ወይም ፡ ቴሱ ፡ ይለያቸው ። በጸም ፡ ወራት ፡
 ከሆነ ፡ በሰማዕታት ፡ በዓል ፡ ቀን ፡ በመብል ፡
 በመጠጥ ፡ ማክበር ፡ አይገባቸውምና ። እነዚህ ፡
 ሰማዕታት ፡ እየተራቡ ፡ እየተጠሙ ፡ በአሳት ፡
 ተቃጥለው ፡ ሞተዋልና ።

፳፻፲፱ ስለ ፡ ልደትና ፡ ስለ ፡ ጥምቀት ፡ ግን ፡ በዚያ ፡
 ዘመን ፡ በኒቅያ ፡ የተሰበሰቡ ፡ ሊቃውንት ፡ ቅዳ
 ሴው ፡ በሌሊት ፡ ይሆን ፡ ዘንድ ፡ አዘዙ ። ዳግ
 መኛም ፡ በበዓል ፡ ፃ ፡ እንደዚሁ ፡ ነው ።

፳፻፳፩ ከብርት ፡ በምትሆን ፡ በፃ ፡ ጸም ፡ በመጀመሪ
 ያው ፡ ሱባዔ ፡ ፀሐይ ፡ እስኪገባ ፡ ድረስ ፡
 ይጼሙ ። የመጀመሪያው ፡ ሱባዔ ፡ ካለፈ ፡ በኋ
 ላም ፡ እሰከ ፡ ፲፩ ፡ ሰዓት ፡ ድረስ ፡ ይጼሙ ።
 በሰሙነ ፡ ሕማማት ፡ ግን ፡ ኮከብ ፡ እስኪወጣ ፡
 ድረስ ፡ ይጼሙ ። በእነዚህም ፡ ወራቶች ፡ አያ
 ጊቡ ።

፳፻፳፪ ሴቶችም ፡ ጌጣቸውን ፡ ይተዉ ። ሁሉም ፡ ለአያ
 ንዳንዱ ፡ በፃ ፡ ጸምና ፡ በሰሙነ ፡ ሕማማት ፡
 መጠበቅ ፡ ይገባዋል ፡ ድንገታችንና ፡ የኃጢአ
 ታችን ፡ ሥርዩት ፡ በእነርሱ ፡ ነውና ። ይኸውም
 ሥራ ፡ እንዲሰ ፡ እንኳ ፡ በፃ ፡ ጸም ፡ ወራት ፡
 በምንጣፍ ፡ ፈጽሞ ፡ እንዳይገናኝ ፡ ከጋብቻ ፡
 ሕግ ፡ የወጣ ፡ ነው ። ከብርት ፡ በምትሆን ፡
 በሕማማት ፡ ወራት ፡ ይህችን ፡ ኃጢአት ፡
 የሚሠራት ፡ ሰው ፡ ወየለት ። በፃጸም ፡ በተ
 ድል ፡ በደስታ ፡ ፈቃዳችንን ፡ ካደረግን ፡ ትን
 ሣኤውን ፡ ባየን ፡ ጊዜ ፡ ተድላ ፡ ደስታችን ፡
 ወዲት ፡ አለ?

፩፻፺፰ ወለኮ ፡ ጸም ፡ እምገብሰት ፡ ወግይ ፡ እላ ፡ ጸምሰ ፡ ዘውኩፍ ፡ ቅድመ ፡ እግዚአብሔር ፡ ወአቱ ፡ ንጽሐ ፡ ልብ ፡ ወሰብ ፡ ኮነ ፡ ሥጋ ፡ ርኅብ ፡ ወሐሙእ ፡ ወነፍሰሰ ፡ ትበልዕ ፡ እመፍ ቅዳት ፡ ወልብኒ ፡ ይትፈጋሰ ፡ እምጣዕማት ፡ ምንትኑ ፡ ረባሑ ፡ ለጸምከ =

፩፻፺፱ ሥርዋጽ ፡ ክርስጣ ፡ ዘፀ። ማ፡ ዕለተ ፡ ይጸመ ፡ ጸመ ፡ በተፀምዶ ፡ ወበትሕትና ፡ ወይደሉ ፡ ተግ ጎሦ ፡ እምጥሉላት ፡ ወእያውስቡ =

፳፻ ወእይኩን ፡ በሰሙነ ፡ ሕማማት ፡ ጥምቀተ ፡ ክርስትና ፡ ወእሢመተ ፡ ከህነት ፡ ወጸሎተ ፡ እሰተብቀዶ ፡ ላዕለ ፡ ምዉታን ፡ እላ ፡ ይደሉ ፡ ተፀምዶ ፡ ውስተ ፡ ቤተ ፡ ክርስቲያን ፡ በእሉ ፡ መዋዕላት ፡ ፍጹመ = ወዳእሙ ፡ በሰዓለ ፡ ሆሣ ዕና ፡ ይትነበብ ፡ ግንዘተ ፡ ሙታን ፡ ወመጽሐፈ ፡ ሐዋርያት ፡ ወወንጌላት ፡ ወፍትሐታት ፡ በእንተ ፡ እሉ ፡ ይመውቱ ፡ በሰሙነ ፡ ሕማማት =

፳፻፩ ወእይትበህል ፡ በዕለተ ፡ ሐሙስ ፡ ጸሎተ ፡ ተእምኖ ፡ ወእእግዚእ ፡ ሕያዋን ፡ ወእጸሎተ ፡ ቡራኬ = ወበዕለተ ፡ ሰንበትሰ ፡ ይትበህል ፡ እግዚእ ፡ ሕያዋን ፡ ወፍትሐት ፡ ወጸሎተ ፡ ዕጣን ፡ ዘእንበለ ፡ ሰዓም ፡ ወእይደሉ ፡ ግንዘት ፡ በዕለተ እሑድ ፡ ወእብካይ ፡ በዕለተ ፡ ፋሲካ = ወበውስቴታ ፡ ካዕብ ፡ እይደሉ ፡ ከመ ፡ ይኩን ፡ እመ ፡ ጸም ፡ ምንትኒ ፡ እምትፍሥሕታት ፡ ወእእውስቦት ፡ ወእሢመተ ፡ ከህነት ፡ ወእጥምቀተ ፡ ክርስትና ፡ ወእምንትኒ ፡ እምሢመታት ፡ ዘእንበለ ፡ ጸሎት = በእንተ ፡ ምዉት ፡ ወጥምቀተ ፡ ክርስትናሰ ፡ ለዘይትፈራህ ፡ በእንቲእሁ ፡ ሞት =

፳፻፪ ሥርዋጽ ፡ ነበረ ፡ ውስተ ፡ ቀኖና ፡ ዘነገሥት ፡ ግብር ፡ ዘበእንተ ፡ ጸም ፡ በቢይ ፡ ዘመ ፡ ውእቱ ፡ ቋቱ ፡ ሰሙን ፡ ጥንቱ ፡ ተፍጻሜተ ፡ ከረምት ፡ ይትዐወቅ ፡ እኮ ፡ ከረምተ ፡ ኢትዋጽዶ ፡ ወተፍጻሜቱ ፡ ጥንቱ ፡ ስሐጋይ ፡ እመ ፡ ለለክሉ ፡ ሰሙን ፡ ቋቱ ፡ ዕለታት =

፳፻፫ ወይብልዑ ፡ እመ ፡ ሰንበት ፡ በዓለ ፡ ሕግ ፡ ብሉይ ፡ ወእመ ፡ እሑድ ፡ በዓለ ፡ ሕግ ፡ ሐዲሰ ፡ ወእይብልዑ ፡ መቃሰማተ ፡ ወጸመ ፡ ረቡዕሰ ፡ ወዓርብ ፡ ይጸመ ፡ ወትረ ፡ ዘእንበለ ፡ በዓላት ፡ ወበዓለ ፡ ፃ =

፳፻፬ ወድልው ፡ ለእግዚአብሔር ፡ ላዕለ ፡ ተእዛዝዎ

፩፻፺፰ ጸም ፡ ከእህል ፡ ከውጋ ፡ መከልከል ፡ እይደለም ፡ ከእግዚአብሔር ፡ ፊት ፡ የሚደርሰ ፡ ጸምሰ ፡ የልብ ፡ ንጽሕና ፡ ነው = ሥጋ ፡ ቢራብ ፡ ቢጠማ ፡ ነፍሰ ፡ ግን ፡ ፈቃደን ፡ ብትፈጽም ፡ ልብም ፡ ከጣዕሙ ፡ የተነሣ ፡ ደሰ ፡ ቢለው ፡ የጸምሀ ፡ ጥቅሙ ፡ ምንድን ፡ ነው?

፩፻፺፱ ሥርዋጽ ፡ ክርስጣ ፡ ማ፡ በተባሕትዎ ፡ በትሕትና ፡ ማ፡ ቀን ፡ ጸምን ፡ ይጸመ = ከጥሉላት ፡ መከልከል ፡ ይገባል = እያግቡም =

፳፻ በሰሙነ ፡ ሕማማት ፡ ክርስትና ፡ ማንላት ፡ ከህነት ፡ መሰጠት ፡ ለሞቱ ፡ ሰዎች ፡ መጸለይ ፡ እይገባም = በእንዚህም ፡ ቀኖች ፡ በቤተ ፡ ክርስቲያን ፡ ውስጥ ፡ ፈጽሞ ፡ ማገልገል ፡ ይገባል ፡ እንጂ = በሰሙነ ፡ ሕማማት ፡ ስለሚሞቱት ፡ ሰዎች ፡ የሙታን ፡ ግንዘትና ፡ የሐዋርያት ፡ ሥራ ፡ ወንጌላት ፡ የሙታን ፡ ፍታት ፡ በሆነ ዕና ፡ በዓል ፡ ቀን ፡ ይነበብ ፡ እንጂ =

፳፻፩ በጸሎተ ፡ ሐሙስ ፡ ጸሎተ ፡ ተእምኖ ፡ እግዚእ ፡ ሕያዋን ፡ የቡራኬ ፡ ጸሎት ፡ እይባልም ፡ (እይጸለይም) = ቅዳሜ ፡ ግን ፡ እግዚእ ፡ ሕያዋን ፡ ይባላል ፡ ፍትሐት ፡ ይፈታል = ከመሳለም ፡ በቀር ፡ ጸሎተ ፡ ዕጣንም ፡ ይጸለያል ፡ በዕለተ ፡ እሑድ ፡ ግንዘት ፡ ማድረግ ፡ በፋሲካ ፡ ቀንም ፡ ማልቀስ ፡ እይገባም = ዳግመኛም ፡ በውስጧ ፡ በፀ። ጸም ፡ ከተድላ ፡ ደሰታ ፡ ወገን ፡ ምንም ፡ ማድረግ ፡ እይገባም = መጋባት ፡ ከህነት ፡ መሰጠት ፡ ክርስትና ፡ ማንሣት ፡ ከሹመትም ፡ ወገን ፡ ስለሚሞቱት ፡ ከመጸለይ ፡ በቀር ፡ ምንም ፡ ማድረግ ፡ እይገባም = ይሞታል ፡ ተብሎ ፡ ለሚያስፈራው ፡ ግን ፡ ጥምቀተ ፡ ክርስትና ፡ ይደረግላታል =

፳፻፪ ሥርዋጽ ፡ ሀቢይ ፡ ጸም ፡ ሰምንት ፡ ሱባዔ ፡ እንደሆነ ፡ ዘነገሥታት ፡ መጽሐፍ ፡ ተጻፈ ፡ መጀመሪያው ፡ የክረምት ፡ መጨረሻ ፡ ነው = የኢትዮጵያ ፡ ክረምት ፡ እንዳይደለ ፡ ይታወቃል ፡ መጨረሻው ፡ የበጋ ፡ መጀመሪያ ፡ ነው ፡ በየሳምንቱ ፡ እምሰት ፡ ቀን ፡ መጸም ፡ ይገባል =

፳፻፫ በብሉይ ፡ ሕግ ፡ በዓል ፡ በቅዳሜ ፡ በሐዲሰ ፡ ሕግ ፡ በዓል ፡ በእሑድ ፡ ይብሉ ፡ ቅመማት ፡ የበሃበትን ፡ እይብሉ = የዓርብንና ፡ የረቡዕን ፡ ጸም ፡ ግን ፡ ከልደት ፡ ከጥምቀት ፡ ከበዓለ ፡ ፃ ፡ በቀር ፡ ዘወትር ፡ ይጸመ =

፳፻፬ ከእሑድና ፡ ከቅዳሜ ፡ በቀር ፡ ለእግዚአብሔር ፡

አንቀጽ : ፲፮ =

ኒሁ : ጸመ : አርድእቲሁ : እምድገረ : በዓለ :
ሃ : ዕለት : ዘእንበለ : ሰንበታተሃ : ወእሑዳ
ቲሃ =

ሰለ : ምጽዋት =

የሚታዘዙ : ሰዎች : ከበዓለ : ሃ : በኋላ : የሐዋር
ያትን : ጸም : መጸም : ይገባቸዋል ።

አንቀጽ : ፲፱ ት =

በእንተ : ምጽዋት :

፳፻፳ ምጽዋትሰ : ጸታ : ውእቱ : እምጸዋትወ : ምሕ
ረት : ወውእቱ : ተሳህሎቱ : ለሰብእ : በንዋዩ :
ላዕለ : እለ : ይፈቅድዎ : እንዘ : እ.የ.ነሥሥ :
ነሣእ : ፍዳ : እምነቤሆሙ = አላ : በእንተ :
ትእዛዘ : እግዚእነ : ዘይቤ : ሣ.ጡ : ንዋየክሙ :
ወሀቡ : ምጽዋተ : ለነዳያን : ወግበሩ ለክሙ :
ቀናግተ : ዘእይበለ : ወመዝገበ : በሰማያት :
ዘእይማሰን : ወእየገልፍ : ወዓዲ : ይቤ : እግ
ዚእነ : ሀቡ : ምጽዋተ : ወኮሉ : ይከውን :
ለክሙ : ንጹሐ =

፳፻፳ ወበምጽዋት : ይትሚሰሎ : ብእሲ : ለፈጣሪሁ :
በእምግነ : ዘይትክሀሎ = እስመ : ውሂበ : ምጽ
ዋት : ወተሳህሎ : እምነ : ጠባይዕ : እምላካዊ :
ወእግዚእነ : ይቤ : ኩኑ : መሐርያነ : ከመ : አቡ
ክሙ : ሰማያዊ =

፳፻፳ ወምጽዋትሰ : ልቃሕ : እምላካዊት = ወይእቲ :
ካዕበ : ተናግዶ : እምላካዊት : ግእምንት : ረባ
ኂት : ወይእቲ : ዓዲ : ግሕፀንተ : ጠቢብ : ዘያነ
ብራ : በጎበ : እግዚእብሔር : እምላኩ :
እሰከ : ጊዜ : ፈቃዱ = ወይእቲ : ካዕበ : ቀኑር
ባን : ውክፍት : በጎበ : መቅደስ : ነባቢት :
ወእግዚእብሔርኒ : ይትለዕል : ዝክፍ : ይቤ :
እፈቅድ : ምጽዋተ : ወእኮ : መሥዋዕተ =

፳፻፳ ወካዕበ : ምሰሌሃ : ጸምኒ : ይከውን : ውኩፈ :
በከመ : ይቤ : ነቢይ : ወምሰሌሃ : ጸሎትኒ : ይከ
ውን : ውኩፈ : በከመ : ተብህለ : በቆርነሌዎስ =
ወዘእንበሌሃሰ : ድንግልናሂ : ኢትረብጎ :
በከመ : ተጽሕፈ : ለእብዳት : ኃምስ =

፳፻፳ ወትእዛዛትሂ : ወእምሳላት : ዘተነግራ : በምክ
ንያተ : ዚእሃ : ውስተ : መጻሕፍት : እምላካ

አንቀጽ : ፲፯ =

ሰለ : ምጽዋት =

፳፻፳ ምጽዋትሰ : ከርገራኔ : ወገን : ነው : ይኸውም
ሰው : በገንዘቡ : ምጽዋትን : ለሚሹት : ሰዎች :
የሚያደርገው : ርገራኔ : ነው = ከእነርሱ :
ዘንድ : ትርፍ : ላይሻ : ጌታችን : “ገንዘባችሁን
ሽግቸሁ : ለድሆች : ምጽዋት : ሰጡ : ብሎ :
ሰላዘዘ : ነው : እንጂ : የማይጠፋ : ኮረጃ : እድ
ርጉ : የማይጠፋ : የማያልፍ : ሰማያዊ : ድልብ :
እክማቸው” (ሉቃ : ፲፪ : ፳፫) : ዳግመኛም : ጌታ
ችን : ምጽዋትን : ሰጡ : ሁሉም : ንጹሕ : ይሆ
ንላችኋል : አለ =

፳፻፳ ሰው : በምጽዋት : በሚቻለው : መጠን : ፈጣ
ሪውን : ይመስለዋል = ምጽዋትና : መራራት :
ከእምላክ : የተገኘ : ባሕርይ : ነውና = ጌታ
ችንም : “እንደሰማያዊ : አባታችሁ : የምት
ራሩ : ሁኑ : አለ = (ማቴ : ፩ : ፱፮) =

፳፻፳ ምጽዋትሰ : እምላካዊት : ብድር : ናት = ይህ
ችውም : የታመነችና : የምትረባ : እምላካዊት :
ንግድ : ናት = ይዘችውም : ዳግመኛ : ወዶ :
እስኪወስዳት : ድረስ : ብልህ : ሰው : ከፈጣ
ሪው : ከእግዚእብሔር : ዘንድ : የሚያኖራት :
አደራ : ናት = ይህችውም : ዳግመኛ : በነባቢት
መቅደስ : ዘንድ : ተቀባይነት : ያላት : ቀኑር
ባን : ናት = እግዚእብሔርም : ስም : አጠራሩ :
ከፍ : ከፍ : ይበልጥ : መሥዋዕትን : ያይደሉ :
ምጽዋትን : እሻለሁ : አለ” (ሆሴዕ : ፯ : ፯ :
ማቴ : ፱ : ፲፫) =

፳፻፳ ዳግመኛም : ከእርሱዋ : ጋር : ጸም : ተቀባይ
ነት : ያለው : ይሆናል = ነቢይ : እንደተናገረ :
(እ.ላ : ፱፮ : ፯-፮) ጸሎትን ከርዕ : ጋር : ይቀ
በላል : በቆርነሌዎስ : እንደተናገረ = ያለርዕ :
ግን : ድንግልናም : አትጠቅምም : በእምስቱ :
ሰነፎች : ደናግል : እንደተጻፈ” (ማቴ : ፳፭ :
፲፩-፲፪) =

፳፻፳ በምጽዋት : ምክንያት : ትእዛዞችና : ሕጎችም :
የእምላክን : ነገር : በሚናገሩ : መጻሕፍት :

ውያት፡ ብዙኃት፡ ጥቀ። ወበእንተአሃ፡ ይቤ፡
 እግዚእን፡ ለዘሰለለክ፡ ሀቦ። ወዓዲ፡ ይቤ፡
 ብዑዓን፡ መሐርያን፡ እስመ፡ ሎሙኒ፡ ይም
 ሕርዎሙ። ወብሂሎቱኒ፡ ለመሐርያን፡ ሐፋ፡
 ጎበ፡ መንግሥት፡ ዘድልው፡ ለክሙ፡ እምቅ
 ድመ፡ ይትፈጠር፡ ዓለም። ወብሂሎቱ፡ ለጳው
 ሎስ፡ ሐዋርያ፡ ኢትርሰዑ፡ ምሕረተ፡ ነዳያን፡
 ወተሳተፍዎሙ፡ እሰመ፡ በእምሳለ፡ ዝንቱ፡
 መሥዋዕት፡ ያሠምር፡ ብእሲ፡ ለእግዚአብ
 ሔር።

፳፻፲ ወበቀላኤታሰ፡ ለምጽዋት፡ በብዙጎ፡ ገጸት፡
 ፩ዱ፡ እምኒሃ፡ ይአቲ፡ ትደልዎሙ፡ ለአብዕ
 ልት፡ ወለነዳያን፡ ዠሉ፡ ለለ፩ዱ፡ ከመ፡ የሀቡ፡
 በእምጣነ፡ ከሂሎቶሙ፡ ወዕሤታኒ፡ በእም
 ጣነ፡ ጸሀቀ፡ ወሃቢሃ፡ እመኒ፡ በብዙጎ፡ ወእ
 መኒ፡ በጎዳጥ፡ ወለእብዕልትሰ፡ ዘከመ፡ ባህሉ፡
 ለልዑል፡ ዘእማጎ፡ ብዙጎ፡ ይትጎሠሥዎ፡
 ብዙጎ።

፳፻፲፩ ወብሂሎቱ፡ ለዘእፍቀረኒ፡ ብዙጎ፡ ይትጎደግ፡
 ሎቱ፡ ብዙጎ፡ ወብሂሎቱ፡ ሀቡ፡ ወደሁቡ
 ከመ፡ መሰፈርተ፡ ምሉእ፡ ወትፋራ፡ ወፍድ፡
 ተደ፡ ውስተ፡ ሕፅንክሙ፡ እሰመ፡ በመሰፈ
 ርት፡ ዘሰፈርክሙ፡ ይሰፍሩ፡ ለክሙ። ወጳው
 ሎስኒ፡ ሐዋርያሁ፡ ተለወ፡ በዝንቱ፡ ቃለ፡ እግ
 ዚኡ፡ ወደቤ፡ ዘሰ፡ ይዘርእ፡ በሕጻጽ፡ በሕ
 ጻጽ፡ የዐጽድ፡ ወዘሰ፡ ይዘርእ፡ በበረከት፡ በበ
 ረከት፡ የእርር፡ ወዠሉ፡ ብእሲ፡ ዘከመ፡
 ይሔሲ፡ በልቡ፡ ይገብር።

፳፻፲፪ ጤት፡ ፲ወ፯ቱ፡ እዝዘሙ፡ ለአብዕልተ፡ ዝንቱ፡
 ዓለም፡ ከመ፡ ኢይትዓበዩ፡ በልቦሙ፡ ወይ
 ኩኑ፡ ፍሥሐነ፡ በውሂብ፡ ወተእዝዞ፡ ከመ፡
 ያንብሩ፡ ለነፍሳተዞሙ፡ መሠረተ፡ ሠናዩ፡
 ለግብር፡ ዘሀለወ፡ ይምጸእ። ወበእንተ፡ ነዳ
 ያንሂ፡ ይቤ፡ እግዚእን፡ ልዑል፡ ሰበ፡ እብ
 እት፡ ብእሲት፡ ፪ተ፡ ጸራይቀ፡ እሰመ፡ ይአቲ፡
 እብእት፡ ዠሉ፡ ሕይወታ፡ ወካልእንሰ፡ እብኡ
 እምተረፎሙ። ወዓዲ፡ ይቤ፡ “ዘእስተየከሙ፡
 ጽዋዐ፡ ማይ፡ ቁሪር፡ በስምየ፡ እሰመ፡ እለ፡
 ክርሰቶሰ፡ እንትሙ፡ እማን፡ እብለክሙ፡
 ኢየጎጉል፡ ዕሤቶ”።

እጅግ፡ የተነገሩ፡ ናቸው፡ ስለርሷም፡ ጌታ
 ቸን፡ “ለለመነዛ፡ ሰጠው፡ እለ” (ማቱ፡ ፮፡
 ፵፪)። ዳግመኛም፡ የሚራሩ፡ ብዑዓን፡ ናቸው፡
 እለ፡ ለእነርሱም፡ ይራሩላቸዋልና።” (ማቱ፡
 ፮፡ ፮) ለሚራሩ፡ ሰዎች፡ ዓለም፡ ሳይፈጠር፡
 ወደተዘጋጀላችሁ፡ ወደ፡ መንግሥተ፡ ሰማያት
 ግበ፡ ማለቱ፡ ሐዋርያው፡ ጳውሎስም፡ ለድህ
 ች፡ ምጽዋትን፡ መሰጠትን፡ እትዘንጉ ምስኪ
 ቸውም፡ ማለቱ፡ ሰው፡ ያህን፡ በመሰለ፡ መሥ
 ዋዕት፡ እግዚአብሔርን፡ ደሰ፡ ያሰኘዋልና፡
 ነው” (ዕብ፡ ፲፱፡ ፲፮)።

፳፻፲፫ የምጽዋት፡ ጥቅሚ፡ በብዙ፡ ወገን፡ ነው፡ ከር
 ፅጋም፡ እንዲ፡ ሁሉም፡ ለእያንዳንዱ፡ እንደች
 ሎታቸው፡ መጠን፡ ምጽዋትን፡ ያሰጡ፡ ዘንድ፡
 ለባለጸጎቸና፡ ለድህረቸም፡ ትግባቸዋለች።
 ዋጋቸውም፡ እንደ፡ ሰጭዋ፡ ትጋት፡ መጠን፡
 ነው፡ በብዙም፡ ቢሆን፡ በጥቂትም፡ ቢሆን።
 ለባለጸጎችሰ፡ ጌታችን፡ በብዙ፡ ያሰጠበቀትን፡
 ሰው፡ በብዙ፡ ይመራመራታል” (ሉቃ፡ ፲፪፡
 ፵፮) ብሎ፡ እንደተናገረው፡ ነው።

፳፻፲፬ ብዙ፡ ለወይደኛም፡ ብዙ፡ ይወረደልታል፡
 ማለቱ፡ ሰው፡ ሰፍረው፡ መልተው፡ እትር
 ፈውም፡ ያሰጧችኋል፡ ማለቱ፡ ነው፡ ይልቁ
 ንም፡ በሥራችሁ፡ በሰፈራችሁበት፡ መሰፈ
 ረያ፡ ይሰፍሩላችኋልና” (ሉቃ፡ ፮፡ ፵፮፡ ማር፡
 ፱፡ ፳፱)። ሐዋርያው፡ ጳውሎስም፡ በዚህ፡ የጌ
 ታውን፡ ቃል፡ ተከተለ፡ “በጥቂቱ የዘራ በጥ
 ቂቱ፡ ያጭዳል፡ በብዙ፡ የዘራ፡ በብዙ፡ ያለበሰ
 ባል፡ ሰው፡ ሁሉ፡ በልቡ፡ የሚያሰበውን፡
 ያድርግ፡ እለ” (፪ኛ፡ ቆሮ፡ ፱፡ ፮)

፳፻፲፭ ጤት፡ ፲፮፡ የዚህ፡ ዓለም፡ ባለጸጎች፡ በልባ
 ቸው፡ እንዳይታበዩ፡ እዘዛቸው፡ በመሰጠት፡
 በመታዘዝ፡ ደስተኞች፡ ይሆኑ፡ ዘንድ፡ ይመጣ
 ዘንድ፡ ላለው፡ ክብር፡ ለሰውነታቸው፡ በጎ፡
 መሠረት፡ ይመሠረቱ፡ ዘንድ።” (፩ኛ፡ ጢሞ፡
 ፮፡ ፲፮)። ስለ፡ ድህረቸም፡ ልዑል፡ ጌታችን፡
 እንዲት፡ ሴት፡ ሁለት፡ ጸሪቅ፡ ባገባች፡ ጊዜ፡
 “ይህች፡ ያላትን፡ ገንዘቧን፡ ሰጥታለችና፡
 ሌሎች፡ የተረፋቸውን፡ እገቡ፡ እለ” (ማር፡
 ፲፪፡ ፵፪ - ፵፫)። ዳግመኛም፡ “የክርሰቶሰ፡
 ወገኖች፡ ናችሁ፡ ብሎ፡ በሰሜ፡ ቀዝቃዛ፡ ጽዋ
 ያጠጣችሁ፡ ዋጋውን፡ አያጣም፡ ብዩ፡ እነግ
 ራችኋለሁ፡ እለ” (ማር፡ ፱፡ ፵፩)።

አንቀጽ ፲፮ ።

ሰለ ፡ ምጽዋት ።

፳፻፲፫ ወዓዲ ፡ ይቤ ፡ እግዚአብሔር ፡ ልዑል ፡ በልሳነ ፡ ኢሳይያስ ፡ ነቢይ ፡ ከፍል ፡ ኅብስተከ ፡ ማእከ ሌክ ፡ ወማእከል ፡ ርኑሳን ።

፳፻፲፬ ወዓዲ ፡ ይቤሉ ፡ ሐዋርያት ፡ በዲድስቅልያ ፡ ዘጌቱ ፡ እፍቅሮ ፡ ለእግዚአብሔር ፡ በንዋይክ ፡ ዘወሀበክ ፡ ኪያሁ ፡ በእምጣን ፡ ከሂሎትክ ፡ ወዘ ትክል ፡ በኅቤሁ ፡ ደዮ ፡ ውስተ ፡ ሙዳየ ፡ ምጽ ዋት ፡ ወለእመኒ ፡ ሄደ ፡ ጸሪቀ ፡ እው ፡ ፎተ ፡ እው ፡ ፎተ ፡ ወእመ ፡ ትፈቅድ ፡ ትትእዘዝ ፡ ተሳተፎሙ ፡ ለእናግድ ፡ በንዋይክ ።

፳፻፲፭ ዘጸወፅዱ ፡ ወበእንተ ፡ ኅብስትስ ፡ ዘይትወዘብ ፡ እምድካመ ፡ መበለታት ፡ ውእቱ ፡ ኅሩይ ፡ በጽ ድቅ ፡ ወለእመኒ ፡ ኅዳጥ ፡ ውኩፍ ፡ ውእቱ ።

፳፻፲፮ ዘጸወፅቱ ፡ ወዘእልቦቱ ፡ ምንትኒ ፡ ይጌም ፡ ወይረሲ ፡ መንፈቀ ፡ ኅብስቱ ፡ ለቅዱሳን ።

፳፻፲፯ ወዓዲ ፡ እስመ ፡ ምጽዋት ፡ እንተ ፡ ተሠርዐት ፡ ኅበ ፡ ፎቱ ፡ ትትከፈል ፡ በኅቡእ ፡ ወበገሃድ ፡ እምእዲሁ ፡ ለዘይመጸውት ፡ ለጽኑሳን ፡ ወለር ትባን ፡ ወዕሙእን ፡ ወዕሩቃን ፡ ወለነግድ ፡ ወለድወያን ፡ ወሙቁሓን ፡ ወለእላሂ ፡ ተሰዱ ። በከመ ፡ ይቤ ፡ እግዚእን ፡ ሎቱ ፡ ስብሐት ፡ ዳዕሙ ይኩን ፡ ምጽዋትክ ፡ በኅቡእ ፡ ወእቡክ ፡ ዘይሬ እየክ ፡ በኅቡእ ፡ የዐሥየክ ፡ ከሙተ ፡ ወበእንተ ፡ ዘይቤሎሙ ፡ በዕለተ ፡ ፍትሕ ፡ ለእለ ፡ ይቀ ውሙ ፡ በየማኑ ።

፳፻፲፰ ወበከመ ፡ ይቤ ፡ ጳውሎስ ፡ ሐዋርያው ። ዕብ ፡ ዘሃተወፆ ፡ ወእትርስዑ ፡ ተቀብሎተ ፡ ነግድ ፡ እስመ ፡ በእንቲአሁ ፡ ቦ ፡ እለ ፡ ከፈሎሙ ፡ እንዘ ፡ ኢየእምሩ ፡ ከመ ፡ ይትቀበሉ ፡ ነግድ ፡ መላእክት ፡ ተዘከሩ ፡ ሙቁሓን ፡ ዘከመ ፡ ተሞ ቃሕክሙ ፡ ምስሌዎሙ ።

፳፻፲፱ ወበገሃድሰ ፡ ይእቲ ፡ ዘይፀውራ ፡ ዘይመጸውት ፡ ኅበ ፡ ካዘን ፡ ሥዩም ፡ ወይእቲ ፡ ዓሥራት ፡ ወበ ኰር ፡ ወብዕዓት ፡ በከመ ፡ ቃለ ፡ ሐዋርያት ፡ ዘይቤሉ ።

፳፻፳ ድስቅ ፡ ቼቱ ፡ ዓሥራትስ ፡ ወበኰር ፡ ወብዕዓት ፡ ዘይወስድዎሙ ፡ ኅበ ፡ ቤተ ፡ ክርስቲያን ፡ በከመ ፡ እዘዘ ፡ እግዚአብሔር ፡ ይክፍልዎሙ ፡ ለእግብርተ ፡ እግዚአብሔር ። ወእንተሰ ፡ ያመጽእዋ ፡ ለነዳያን ፡ ይመግቡ ፡ ባቲ ፡ መገብት ፡ ጌራን ፡ ዘይከፍልዋ ፡ ለእንለ ፡

፳፻፲፫ ዳግመኛም ፡ ልዑል ፡ እግዚአብሔር ፡ በነቢዮ ፡ በኢሳይያስ ፡ እንደበት ፡ “ምግብህን ፡ በእን ተና ፡ በተራቡት ፡ መካከል ፡ ከፍለህ ፡ ስጥ ፡ እለ” (እ.ሳ ፡ ፶፮ ፡ ፲) ።

፳፻፲፬ ዳግመኛም ፡ ሐዋርያት ፡ በዲድስቅልያ ፡ በ፲ ኛው ፡ እንተጽ ፡ በተቻለህ ፡ መጠን ፡ ገንዘብ ፡ የሰጠህን ፡ እግዚአብሔርን ፡ ወይደው ፡ እሉ ፡ የምትችለውንም ፡ እንድ ፡ ወይም ፡ ሁሉት ፡ ወይም ፡ ሦስት ፡ ጸሪቅ ፡ በሆን ፡ ከሙዳየ ፡ ምሐ ዋት ፡ ጨምረው ፡ እሉ ፡ ልትታዘዝ ፡ ብትወ ድም ፡ በገንዘብህ ፡ እንግዶችን ፡ ምስላቸው ።

፳፻፲፭ ጳዕ ፡ ከመበለቶች ፡ ድካም ፡ የተነግ ፡ የሚ ሰጠው ፡ እንጂራ ፡ ግን ፡ በእውነት ፡ የተመረጠ ፡ ነው ፡ ምንም ፡ ትንሽ ፡ በሆን ፡ እግዚአብሔር ፡ ይቀበላዋል ።

፳፻፲፮ ጳጅ ፡ ምንም ፡ የለለው ፡ ይጌም ፡ የምሳውንም ፡ ግማሽ ፡ ለድሆች ፡ ይሰጥ ።

፳፻፲፯ ዳግመኛም ፡ የታዘዘችው ፡ ምጽዋት ፡ ከሁለት ፡ ሠገን ፡ ትከፈላለችና ። ከሚመጸውት ፡ ሰው ፡ እጅ ፡ በስውርና ፡ በግልጥ ፡ ለተቸገሩ ፡ ለተራቡ ፡ ለተጠሙ ፡ ለተራቆቱ ፡ ለእንግዶች ፡ ለሕመም ተኞች ፡ ለታሰሩት ፡ ለተሰደዱት ፡ ትከፈላለች ። ክብር ፡ ምስጋና ፡ ይግባውና ፡ ጌታችን ፡ “ምጽ ዋትህ ፡ በስውር ፡ ብቻ ፡ ይሁን ፡ በስውር ፡ የሚያይህ ፡ አባትህ ፡ ንልጠ ፡ ዋጋህን ፡ ይሰጣ ሃል ፡ እንዳለ (ማቱ ፡ ፯ ፡ ፫-፱) በናርድ ፡ ቀንም ፡ በቀኑ ፡ የሚቆሙትን ፡ ስለሚላቸው ፡ ነው ።

፳፻፲፰ ሐዋርያው ፡ ጳውሎስ ፡ ዕብ ፡ ፲፫ ፡ እንግዳ ፡ መቀበልን ፡ እትተወ ፡ ብሎ ፡ እንደተናገረ ። እንግዳ ፡ በመቀበላቸው ፡ ሳይውቁ ፡ መላእክ ትን ፡ እንግድንት ፡ ይተበሉ ፡ ዘንድ ፡ ያደላቸው ፡ አሉና ፡ የታሰሩትንም ፡ ከእነርሱ ፡ ጋር ፡ እንደ ታሰራችሁ ፡ ሁናችሁ ፡ እስቡ ።

፳፻፲፱ በግልጥስ ፡ የሚመጸውት ፡ ሰው ፡ ወይተሾመው ካዘን ፡ የሚወስዱት ፡ ናት ። ይህችውም ፡ ዓሥ ራት ፡ በኩራት ፡ ስዕለት ፡ ናት ፡ ሐዋርያት ፡ እንደተናገሩ ።

፳፻፳ ድስቅ ፡ ቼ ፡ እሥራት ፡ በኩራት ፡ ስዕለት ፡ ግን ፡ ወይቤተክርስቲያን ፡ የሚወስዷቸው ፡ ናቸው ። እግዚአብሔር ፡ እንዳዘዘ ፡ ለእግዚአብሔር ፡ እገ ልጋዮች ፡ ያካፍሏቸው ። ይጋጉ ፡ ሹማምት ፡ ያስተዳድሩበት ፡ ዘንድ ፡ ለነዳያን ፡ የሚያመጡ ትን ፡ ገንዘብ ፡ ግን ፡ እናት ፡ አባት ፡ ለሞተባ

አንተ፡ ፻፳ =

በለ፡ ምጽዋት =

ማውታ፡ ወዕቤራት፡ ወምንዱባን፡ ወእናግ ድሂ፡ እለ፡ በሙ፡ ተጽናስ፡ ከመ፡ ዘይትሐሰ በሙ፡ እግዚአብሔር፡ በእንተአሁ፡ እሰመ፡ ውእቱ፡ ዘረሰየ፡ ዘንተ፡ ምግብና፡ በእደዊ ሆሙ፡ ከመ፡ ይክፍሉ፡ ለጽኑሳን፡ በጽድቅ፡ ወኢታማሰኑ፡ ንዋየ፡ ቤተ፡ እግዚአብሔር፡ ወኢትብልዕዎ፡ ወኢትዝርውዎ፡ ለፈቃድ ክሙ፡ በባሕተትክሙ፡ ዳእሙ፡ መግብዎሙ፡ ቦቱ፡ ለጽኑሳን፡ ከመ፡ ይኩን፡ ለክሙ፡ ፍኖተ፡ ርቱዕ፡ በቅድመ፡ እግዚአብሔር =

፻፳፩

ዘ፳፡ ሰምዑ፡ ዘተብሀለ፡ ቀዲሙ፡ ወንሕነኒ፡ ናሁ፡ ንደግም፡ ነገሮተክሙ፡ ኪያሁ፡ ብፅዓት፡ ወዓሥራት፡ ወበኩራት፡ ዘሠርዑ፡ ቅድመ፡ ለሊቀ፡ ካህናተሁ፡ ለክርሰቶስ፡ ወለ እለ፡ ይትለእከዎ፡ ወይእዜኒ፡ በኩራት፡ ወዓሥራት፡ ወብፅዓት፡ እንተ፡ ይደልወክሙ፡ ተሀቡ እምጽእዎ፡ ኅቤሁ፡ ካዕበ፡ እሰመ፡ ውእቱ፡ የአምሮሙ፡ ለምንዱባን፡ ወይሚግቦሙ፡ በኩሉ፡ ለለጅዱ፡ ጅዱ፡ በከመ፡ ይደሉ፡ ሎቱ፡ ዘውእቱ፡ ካህን፡ ዘተሠይመ፡ ከመ፡ ኢይን ማእ፡ ጅዱ፡ ጀተ፡ ጊዜያተ፡ እው፡ ብዙን፡ ጊዜያተ፡ በጅዱ፡ ዕለት፡ ወበጅዱ፡ ሱባዔ፡ ወኢይትረከብ፡ ካልእ፡ ዘኢነሥእ፡ ምንተኒ፡ ግሙራ =

፻፳፪

ዘ፳፡ ወቀዳምያተ፡ እክልክሙ፡ ወተግባረ፡ እደዊክሙ፡ እምጽእ፡ ኅቤሁ፡ በእንተ፡ በረከት፡ ከመ፡ ይባርክ፡ ላዕሌክሙ፡ ወሀብዎ፡ በኩራተክሙ፡ ወዓሥራተክሙ፡ ወብፅዓታቲክሙ፡ ወእምጋተክሙ፡ ወእምፍሬ፡ ዘቀደመ፡ ወእምወይን፡ ወእምዘይት፡ ወእምፍራያት፡ ወእምፀምር፡ ወእምኩሉ፡ ንዋይ፡ ዘጸገወክሙ፡ እግዚአብሔር፡ ኪያሁ፡ እሰመ፡ ውእቱ፡ ካህን፡ እግዚአብሔር፡ ከመ፡ ይኩን፡ ቀርባንክሙ፡ ውኩፈ፡ ወዕጣንክሙ፡ ሠናየ፡ ለእግዚአብሔር እምላክክሙ፡ ወውእቱ፡ ይባርክ፡ ተግባረ፡ እደዊክሙ፡ ወደፈድፍድ፡ ለክሙ፡ ሠናያተ፡ ምድር፡ ጥቀ =

፻፳፫

እሰመ፡ በረከት፡ ትሂሉ፡ ላዕለ፡ ርእሰ፡ ዘይሁብ፡ ምጽዋተ፡ ወበእንተዝ፡ እሰመ፡ ምጽዋት፡ ድልው፡ ለሰብእ፡ እምሰብእ = ወለእመኒ፡ ቦነት፡ ብውሕተ፡ ለኩሉ፡ ዘይፈቅዳ፡ ወባሕቱ፡ ይደልዎ፡ ቅድመ፡ ለዘቦቱ፡ ዕጸበ፡ ረቀዮ፡ ዘከመ፡ ሰማሳታት፡ ወእምዝ፡ ለካህ

ቸው፡ ለባልቴቶቹ፡ ለተቸገሩት፡ ቸግር፡ ላለባቸው፡ ለእንግዶችም፡ ከፍለው፡ ይስጧቸው፡ በእርሱ፡ እግዚአብሔር፡ እንዲቆጣጠራቸው፡ እርሱ፡ ይህን፡ ሹመት፡ በእጃቸው፡ ያደረገ፡ ለተቸገሩት፡ ሰዎች፡ በእውነት፡ ከፍለው፡ ይሰጡ፡ ዘንድ፡ ነውና = የቤተ፡ እግዚአብሔርን፡ ገንዘብ፡ እታጥፉ፡ አትብሉት፡ ፈቃዳችሁን፡ ለመፈጸም፡ ብቻ፡ አትበትኑት = በእግዚአብሔር፡ ፊት፡ የቀና፡ መንገድ፡ ይሆንላችሁ፡ ዘንድ፡ የተቸገሩትን፡ ሰዎች፡ አስተዳድሩበት፡ እንጂ =

፻፳፬

፳፡ አስቀድሞ፡ የተባለውን፡ ሰሙ፡ እኛም፡ ዳግመኛ፡ እነሆ፡ ሰዕለት፡ እሥራት፡ ለክርስቶስ፡ እገልጋዮች፡ ለካህናት፡ አለቃ፡ አስቀድሞ፡ የታዘዘላቸውን፡ በኩራት፡ ለሚያገለግሉትም፡ አስቀድሞ፡ የታዘዘላቸውን፡ እርሱን፡ እንነግራችኋለን = ዛሬም፡ ልትሰጡት፡ የሚገባችሁን፡ ሰዕለት፡ በኩራት፡ እሥራት፡ ዳግመኛ፡ ወደ፡ እርሱ፡ አምሉት፡ የተቸገሩትን፡ እርሱ፡ ያውቃቸዋልና፡ ይኸውም፡ የተሾመው፡ ካህን፡ ነው፡ ለእርሱ፡ እንደሚገባው፡ ሁሉን፡ ለእያንዳንዱ፡ ይመግባቸው፡ እንዲሁ፡ ሁለት፡ ጊዜ፡ ወይም፡ ብዙ፡ ጊዜ፡ በእንድ፡ ቀን፡ በእንድ፡ ሳምንት፡ እንዳይቀበል፡ ፈጽሞ፡ ምንም፡ ያልተቀበለ፡ ሌላም፡ እንዳይገኝ =

፻፳፭

፳፡ የእህላችሁን፡ መጀመሪያ፡ የእጃችሁን፡ ሥራ፡ በለ፡ በረከት፡ ወደእርሱ፡ እምሙ፡ ይባርክችሁ፡ ዘንድ፡ እሥራታችሁን፡ በኩራታችሁን፡ ሰዕለታችሁን፡ እጅ፡ መንሻችሁን፡ መጀመሪያ፡ የደረሰውን፡ እህል፡ ክወይኑ፡ ከዘይቱ፡ ክፍራ፡ ፍሬው፡ ከጸምሩ፡ እግዚአብሔር፡ ከሰጣችሁ፡ ገንዘብ፡ ሁሉ፡ ለእርሱ፡ ስጡት = እርሱ፡ የእግዚአብሔር፡ አገልጋይ፡ ነውና፡ መሥዋዕታችሁን፡ ይቀበል፡ ዘንድ፡ ዕጣናችሁም፡ ለእምላካችሁ፡ ለእግዚአብሔር፡ ያማረ፡ ይሆን፡ ዘንድ = እርሱም፡ የእጃችሁን፡ ሥራ፡ ይባርክላችኋል፡ የምድሩንም፡ ፍሬ፡ እጅግ፡ ያበዛላችኋል =

፻፳፮

በረከት፡ በሚመጸውት፡ ሰው፡ ራሱ፡ ላይ፡ ትኖራላችና፡ ስለዚህ፡ ምጽዋት፡ ከሰው፡ ወገን ለሰው፡ ይገባልና = ምንም፡ ለሚሻት፡ ሁሉ፡ የምትገባ፡ ብትሆን፡ ነገር፡ ግን፡ የፈቃድ፡ ጭንቅ፡ ላለው፡ ሰው፡ አስቀድሞ፡ መስጠት፡ ይገባል = እንደሰማዕታት፡ ላሉ፡ ቀጥሎም፡ ለካህ

አንቀጽ : ፲፮ =

ስለ : ምጽዋት =

ናት : ወእምዝ : ለእዝማድ : ምእመናን : ወእምዝ : ለኩሎሎ : ምእመናን : ወእምዝ : ለእምእመናን : ስከመ : ይቤ : ሓዋርያ =

ናት : ቀጥሎም : ምእመናን : ለሆኑ : ዘመዶች : ከዚህም : ቀጥሎ : ለምእመናን : ሁሉ : ቀጥሎም : ላላመኑት : ሁሉ : ሐዋርያው : እንደተናገረ (ገላ : ፮ : ፲) =

፲፻፳፬ ድስቅ : ፲ወ፬ቱ : ወለእመ : ኮነት : መበለት : ዘትከል : ትብቋዕ : ለርእሳ : እ.ኮነት : መበለተ = ወእመስ : ኮነት : ጽንሰተ : በእንተ : ደዌሃ : አው : በእንተ : ሐፂነ : ደቂቅ : አው : በእንተ : ድካመ : ጎይለ : ሥጋሃ : በእንተ : ዝንቱ : ስፋሕ : እደከ : ጎበ : ባቲ : ፈድፋደ =

፲፻፳፬ ድስቅ : ፲፬ : መበለትዋ : ራሳን : መርዳት : የሚቻላት : ከሆነ : ድሀ : እይደለችም = በደዌ : ምክንያት : የተቸገረች : ወይም : ልጆችዋን : ለማሳደግ : ባትችል : ወይም : የሥጋዋ : ኃይል : ደካማ : ቢሆን : ስለዚህ : ወደርሷ : በበለጠ : እጅህን : ዘርጋ =

፲፻፳፭ ዘጃወጅቱ : ወለእመ : ኮነ : ዘይሁብ : ንዋዮ : ለነዳያን : በእእምሮተ : ጊሩት : ይከውን : ፍጹመ : ወዘሰ : ይሁብ : ንዋዮ : በእንተ : ሰማዕታት : ይከውን : ፍጹመ : ፈድፋደ =

፲፻፳፭ ጳጅ : ቸርነትን : በማወቅ : ለድሆቹ : ገንዘቡን : የሚሰጥ : ቢሆን : ፍጹም : ይሆናል = ይልቁንም : ለሰማዕታት : ገንዘቡን : የሚሰጥ : ሰው : እጅግ : ፍጹም : ይሆናል =

፲፻፳፮ ጤት : ፯ቱ : ወለእመ : ኮነ : ለምእመናን : ዕቤራት : ለይጸግውዎን : ከመ : አይኩና : ከበደ : ሳዕለ : ቤተ : ከርስቲያን : ወባሕቱ : የእኮሳ : ለቤተ : ከርስቲያን : እለ : በእማን : ዕቤራት =

፲፻፳፮ ጤት : ፳ : ከምእመናን : ውስጥ : ባልቴቶች : ቢኖሩ : ይርዷቸው : የቤተ : ክርስቲያን : ሸክም : እንዳይሆኑ : ነገር : ግን : በእርግጥ : ባልቴቶች : የሆኑትን : መርዳት : ለቤተ : ክርስቲያን : ይበቃቃል =

፲፻፳፯ ወለቀሳውስትኒ : እለ : ያሜንዩ : ግብሮሙ : ያመክዕቡ : እከብሮቶሙ : ወፈድፋደሰ : ለእለ : ይጸምጢ : በቃል : ወበትምህርት =

፲፻፳፯ በጎ : አገልግሎትን : ለሚያገለግሉ : ቀሳውስትም : እጥፍ : ድርብ : አድርገው : ይሰጧቸው : ይልቁንም : በቃል : በመናገር : በመጽሐፍ : በማስተማር : ለሚደክሙት =

፲፻፳፰ ወካዕበ : ይቤ : ለእመ : ሀለወ : ፩ዱ : ዘቦቱ : አዝማድ : ወፈድፋደሰ : እመ : ኮኑ : እምስብእ : ሃይማኖት : ለእመ : ኢጽሕቀ : በዘይሜንዮሙ : ናሁ : ከሕደ : ሃይማኖቶ : ወውእቱ : የእኪ : እምእለ : እ.የእምኑ =

፲፻፳፰ ሃግመኛም : ዘመዶች : ያሉት : አንድ : ሰው : ቢኖር : ይልቁንም : ከሃይማኖት : ሰዎች : ውስጥ : ቢሆኑ : ሊረዱ : በሚገባቸው : ገንዘብ : ባይተጋ : እነሆ : ሃይማኖቱን : ካደ : እለ = ከማያምኑም : ሰዎች : እርሱ : ይከፋል : እለ = (፩ኛ : ጢሞ : ፮ : ፳)

፲፻፳፱ ዘገላትያ : ፯ቱ : ወይእኬኒ : እምጣነ : ብነ : መዋዕል : ንግበር : ሠናያተ : ለኩሎ : ሰብእ : ወፈድፋደሰ : ለሰብእ : ሃይማኖት = ምጽዋትሰ : ይደሉ : ለኩሎ : ዘተጸነሰ : እመኒ : አማኒ : አው : ከሓዲ : እመኒ : ሠናይ : አው : እኩይ : በከመ : ይቤ : እግዚእነ : ለኩሎ : ዘሰእለከ : ሀቦ : ወኢትምትሩ : ተስፋሁ : ለ፩ዱሂ = ወኩኑ : ፍጹማነ : ከመ : አቡከሙ : ሰማያዊ : ዘያዘንም : ዝናመ : ሳዕለ : ጸድቃን : ወዐማዕያን =

፲፻፳፱ ገላትያ : ፮ : ዛሬ : ጊዜ : ሳለን : ለሰው : ሁሉ : በጎ : እናድርግ : (እንሥራ) : ይልቁንም : ለሃይማኖት : ሰዎች : ምጽዋት : ግን : ለተቸገረ : ሰው : ሁሉ : ይገባል : እማኒም : ቢሆን : ከሓዲም : ቢሆን : ደግሞ : ቢሆን : ወይም : ክፉ : ቢሆን : ጌታችን : ለለመነህ : ሁሉ : ስጠው : ብሎ : እንደተናገረ (ማቴ : ፳ : ፵፪) የእንዱን : ሰው : ተስፋ : እንኳ : አታላጡ : በደጋጎችና : በዓመፀኞች : ሳይ : ዝናምን : እንደሚያዘንምላቸው : እንደሰማያዊ : እባታችሁ : ፍጹማን : ሁኑ = (ማቴ : ፮ : ፵፰) =

፲፻፵ ድስቅ : ፲ወ፮ቱ : ሀብዎሙ : ለጽኑሳን : ወለእመ : እ.ኮኑ : መለያልየ : ለከርስቶስ : ወበእንተዝ : እስመ : ተግቅቦ : ሳዕለ : ምጽዋት :

፲፻፵ ድስቅ : ፲፭ : የክርስቶስ : ቤተ : ሰብእ : ባይሆኑም : ለተቸገሩት : ሰዎች : ሰጧቸው : ስለዚህ : ምጽዋት : ሊሰጡባቸው : ከሚገቡ : ጊዜያዮች :

ያደሉ ፡ በጅዱ ፡ ጊዜ ፡ ፈድፋዶ ፡ እምጊዜያት ፡ ፍጽምት ።

፳፻፵፩ ወለአመ ፡ ኮነት ፡ ድሉተ ፡ ለውሂብ ፡ በኩሉ ፡ ጊዜ ፡ ወጊዜያትሰ ፡ ፍሉጣን ፡ ዘውለቶሙ ፡ ዕለተ ፡ እሑድ ፡ ወበዓላት ፡ በእንተ ፡ ቃለ ፡ አግ ዜአብሔር ፡ ዘውሰተ ፡ ኦሪት ፡ በእንተ ፡ በዓላት ፡ ወእታሰተርእዩ ፡ በሙ ፡ ቅድመ ፡ እግዚእ ብሔር ፡ እምላክክሙ ፡ ዕሩቃኒክሙ ፡ እላ ፡ ይዑር ፡ ኩሉ ፡ ብእሲ ፡ እምኔክሙ ፡ እምዘ ፡ ጸገዎ ፡ እግዚእብሔር ፡ በእምጣን ፡ ክሂሎቲ ፡ ከመ ፡ ይባርክ ፡ ለከሙ ፡ እግዚእብሔር ፡ እምላ ክክሙ ።

፳፻፵፪ ወበከመ ፡ ይቤ ፡ ሐዋርያ ፡ ለሰብእ ፡ ቆርንቶስ ፡ ጅወጃቲ ። ወዘሰ ፡ ያሰተጋብኦ ፡ ለቅዱሳን ፡ በከመ ፡ እዘዘክዎሙ ፡ ለቤተ ፡ ክርስቲያን ፡ ዘገላትያ ፡ ከማሁ ፡ ግባሩ ፡ እንትሙኒ ፡ ክዕበ ፡ ኩሉ ፡ ብእሲ ፡ እምኔክሙ ፡ በዕለተ ፡ እሑድ ፡ ይፍልጥ ፡ በዚቲ ፡ በእምጣን ፡ ተክዘሎ ፡ ወዶ ትዓቀብ ፡ ከመ ፡ እይኩን ፡ ቅስት ፡ እመ ፡ ምጽ አትዩ ፡ ንዜክሙ ። ወባሕቲ ፡ ያሕቲሰ ፡ ድሉት ፡ በኩሉ ፡ ጊዜ ፡ ወቃላትሰ ፡ እለ ፡ ተነግራ ፡ በእን ቲእሃ ፡ ያእቲኒ ፡ በከመ ፡ ቃለ ፡ እግዚእን ፡ ለኩሉ ፡ ዘሰአለዘ ፡ ሀዐ ። ወቃለ ፡ ጳውሎስኒ ፡ ዘይቤ ፡ እምጣን ፡ ብን ፡ ሕይወት ። ወብሂሎቶሙ ለሐዋርያት ።

፳፻፵፫ ረሰጠብ ፡ ጅወጃቲ ፡ ወእታሰርዑ ፡ ውሂብ ፡ እንዘ ብክሙ ፡ ዘትሁቡ ፡ እስመ ፡ ዕለተ ፡ እግዚእብሔር ፡ ናሁ ፡ ቀርቦ ። ወይእቲኒ ፡ ያደሉ ፡ ውሂቦታ ፡ ለእለ ፡ እቅደምን ፡ ዘክርቶሙ ፡ ወእመፍትው ፡ ከመ ፡ የዐቡ ፡ ለካልእን ፡ በእንተ ፡ ቃለ ፡ ሐዋርያት ።

፳፻፵፬ ድስቅ ፡ ይቲ ፡ ለአመ ፡ ዐ ፡ ዘይበልዕ ፡ ንዋዮ ፡ በእከይ ፡ ወበእያእምሮ ፡ እው ፡ በሰካር ፡ እው ፡ በዐኬት ፡ ወበእንተ ፡ ዝንቲ ፡ ያጽዕቆን ፡ ለመበ ሲታተ ፡ ዝንቲ ፡ ዓለም ፡ ወለዘከሙዝ ፡ ግባሩ ፡ እመፍትው ፡ ያትራድእዎ ። ወበእንተዝ ፡ ያይ ልዎሙ ፡ ለእለ ፡ በሙ ፡ ተጽኖስ ፡ ከመ ፡ ያን ሥኦ ፡ ምጽዋተ ፡ ወይጸልዩ ፡ በእንተ ፡ እለ ፡ ያሁብዎሙ ፡ ወይጸልዎሙ ፡ ለእለ ፡ እኮነ ፡ ጽኑሳን ፡ ከመ ፡ እይንሥእ ፡ ምጽዋተ ፡ በእንተ ፡ ቃለ ፡ ሐዋርያት ። ድስቅ ፡ ፲ወ፱ቲ ፡

በእንዱ ፡ ጊዜ ፡ በምጽዋት ፡ መጠበቅ ፡ ይገባ ልና ።

፳፻፵፭ ዘውትር ፡ ለመስጠት ፡ የምትገባ ፡ ብትሆን ፡ የተ ለዩት ፡ ጊዜያቶች ፡ ግን ፡ እሑድና ፡ የበዓላት ፡ ቀኖች ፡ ናቸው ፡ ስለበዓላት ፡ በፈጣሪያችሁ ፡ በእግዚእብሔር ፡ ፊት ፡ ባዶ ፡ እጃችሁን ፡ ሆና ችሁ ፡ አትቃዩ ፡ ብሎ ፡ እግዚአብሔር ፡ በአራት ፡ ሰለተናገረ ፡ ከእናንተ ፡ ወገን ፡ ሰው ፡ ሁሉ ፡ አግ ዜአብሔር ፡ ከሰጠው ፡ ገንዘብ ፡ እንደተቻለው ፡ መጠን ፡ ይውሰድ ፡ እንጂ ፡ ፈጣሪያችሁ ፡ እግዚ አብሔር ፡ ይባርካችሁ ፡ ዘንድ ። (ዘዳ ፡ ፲፮ ፡ ፲፮)

፳፻፵፪ ሐዋርያውም ፡ ለቆርንቶስ ፡ ሰዎች ፡ በጳጃኛው ፡ ከፍል ፡ እንዲህ ፡ አለ ፡ ለምእመናን ፡ ስለሚያ ወጣጡት ፡ አሰተዋጽኦ ፡ በካላትያ ፡ ያሉትን ፡ ምእመናን ፡ እንዳዘዘኝቸው ፡ አናንተም ፡ ዳግ መኛ ፡ እንደዚሁ ፡ እድርጉ ። ከእናንተ ፡ ወገን ፡ ሰው ፡ ሁሉ ፡ በተቻለው ፡ መጠን ፡ በዕለተ ፡ እሑድ ፡ በዚቲ ፡ ያሰጥ ፡ ወደ ፡ እናንተ ፡ በመ ጣሁ ፡ ጊዜ ፡ ጠብ ፡ ክርክር ፡ እንዳይሆን ፡ ይጠ በቅ ። (ጵኛ ፡ ቆሮ ፡ ፲፮ ፡ ጵ-፫) ። ነገር ግን ፡ ይህ ችስ ፡ ዘውትር ፡ ትገባለች ፡ ስለርዕ ፡ የተነገሩ ፡ ቃላትም ፡ እኒህ ፡ ናቸው ፡ ይዘችውም ፡ ጌታ ችን ፡ ለለሙኔህ ፡ ሰጠው ፡ ብሎ ፡ እንደተናገረው ፡ ቃል ፡ ነው ። ጳውሎስም ፡ ሕይወታችን ፡ ሳለ ፡ እንሰጥ ፡ ያለው ፡ ቃል ፡ ሐዋርያትም ፡ የተናገሩት ፡ ይህንኑ ፡ ነው። (ገላ ፡ ፮ ፡ ፲) ።

፳፻፵፫ ረሰጠብ ፡ ጳጃ ፡ የምትሰጡት ፡ እያላችሁ ፡ መስጠትን ፡ አታቋርጡ ፡ እነሆ ፡ የእግዚአብሔር ፡ ቀን ፡ (ምጽአት) ተርባለችና ፡ ይዘችንም ፡ አሰተድሙን ፡ ስተናገርናቸው ፡ ሰዎች ፡ መስጠት ፡ ይገባል ፡ ለሌሎች ፡ ሊሰጧቸው ፡ እይገባም ፡ ሐዋርያት ፡ ስለተናገሩ ።

፳፻፵፬ ድስቅ ፡ ይቲ ፡ በሰንፍና ፡ ገንዘቡን ፡ ሳያውቅ ፡ ወይም ፡ እየሰበረ ፡ ወይም ፡ በነዘሀላልነት ፡ የሚ መጸወት ፡ ሰው ፡ ቢኖር ፡ ስለዚህ ፡ የዚህን ፡ ዓለም ፡ ባልቲቶች ፡ ያሰቸግራቸዋል ፡ ሥራው ፡ እንደዚህ ፡ ያለውን ፡ ሰው ፡ ሊራዱት ፡ እይገባም ፡ ስለዚህ ፡ ችግር ፡ ያለባቸው ፡ ሰዎች ፡ ምጽዋት ፡ መተበል ፡ ይገባቸዋል ፡ ስለሚሰጧቸውም ፡ ያጸልዩ ፡ ሐዋርያት ፡ እንደተናገሩ ፡ ያልተቸገሩ ፡ ሰዎች ፡ ምጽዋት ፡ መተበል ፡ እይገባቸውም ። ድስቅ ፡ ፲፱ ። በአውነት ፡ ራሱን ፡

ብፁዕ : ዘበአማን : ዘይክል : ቀራድእተ : ርእሱ : ወይሴሰይ : እምዘ : ባሕቲቲ : ወእያጽዕቆሙ : ለድክቱማን : ወለፈላስያን : ወለመበለታት = እሰመ : እግዚእ : ይቤ : ብፁዕሰ : ፈድፋይ : ዘይ ሁብ : እምን : ዘይነሥእ = ወካዕበ : ይቤ : እሌ : ሎቲ : ለዘቦቲ : ንዋይ : ወይነሥእ : ምጽዋተ : ወዘኒ : ይትከህሎ : ከመ : ይርዳእ : ነፍሶ : ወይ ፈቲ : ነሣእ : እምካልእን : ወለዝንቲሰ : ይትነ ሠሦ : እግዚእብሔር : በዕለተ : ደይን =

፳፻፴፭ ወዘሰ : ይነሥእ : በእንተ : ድክትምናሁ : ወእ ርግናሁ : እው : በእንተ : ደዌሁ : እው : በእን ንተ : እለ : ይሴሰይ : ብዙኃን : ቢታሕተ : እይ ዋሁ : አልቦ : ሐሜት : እላ : ምክሐ : ይከ ውኖ : ወይክብሮ : እግዚእብሔር : እሰመ : ውእቲ : ተኑሎቄ : ከመ : ቍርባን : ዘእግዚእብ ሔር : ወይሰአል : ነሎ : ጊዜ : በእንተ : እለ : ይሁብም : ወእይንሣእ : ዘይነሥእ : በሀኬት : እላ : ዘየንተ : ከብር : እንተ : ተውህበት : ሎቲ ያፈደፍድ : ለእለ : ወህብም : ኪያሃ : ዓሰበ : ጸሎት : በእንተእሆሙ : በእምጣን : ከሂሎቲ = ወዳውሎስኒ : ይቤ : ነሎ : ዘእይፈቅድ : ይትቀ ነይ : ኢይሴሰይ =

፳፻፴፮ ወበእንተዝ : ይደልዎ : ለኩሎ : ብእሲ : ይትእ መን : ከመ : ምጽዋት : ታነጽሕ : እምኃጣ ውእ : ወትሠሪ : አበሳ : ወታድኅን : እምኩይ : ወንትዐሠይ : ምክሶቢተ በእንተእሃ = ወዘየኅ ድጋኒ : ለምጽዋት : እንዘ : ይትከህሎ : እም ሳለ : ከሐዲ : ወእኩይ : ውእቲ : ወእግዚእነሂ : ይቤ : ሀቡ : ምጽዋተ : ወኩሎ : ይከውን : ለከመ : ንጹሐ : ወሐዋርያትኒ : ይቤሎ : በዲድ ስቅልያ : ኀወፀቲ =

፳፻፴፯ ወይቤ : ካዕበ : ዳንኤል : በእንተ : ዝንቲ : ለ : ንጉሥ : ያሥምርከ : ምክርየ : በዘይትጎደግ : እበሳከ : በውሂበ : ምጽዋት : ወዓመግከኒ : በምሒር : ነዳያን = ወዳዊትኒ : ይቤ : “ብፁዕ : ዘይሴቡ : ላዕለ : ነዳይ : ወምስኪን = እምዕለት : እኪት : ያድግኖ : እግዚእብሔር” = ወሰሎሞ ንኒ : ይቤ : “ዘሰ : ይፈጽም : መፍቅይ : ለነ ዳይ : ይትወህብ : ሎቲ : ወይትዐሠይ : ካዕበ : ምክዕቢተ : ወዘሰ : ዐጸወ : ምሕረቶ : ከመ : ኢይማስዕ : ጽራኅ : ነዳያን : ውእተኒ : ካዕበ :

መርዳት : የሚችል : ሰው : ብፁዕ : ነው : ካለው ገንዘቡ : ብቻ : የሚመገብ : ደካምቸን : ሰደተኞ ቸን : ዛፍቲቸኸን : የማያስቸግራትውም : ብፁዕ : ነው : ጌታ : ብፁዕሰ : ከሚተበል : ይል ቅ : የሚሰጥ : ነው : ብሏልና : ዳግመኛም : ገን ዘብ : እያለው : ምጽዋት : ለሚተበል : ሰው : ወዮለት : እለ = ራሱን : መርዳት : እየተቻለው : ከሌሎች : መተበልን : የሚወድ : ሰውም : ወዮ ለት = እንዲህ : ያለውን : ግን : በፍርድ : ቀን : እግዚእብሔር : ይመረምረዋል =

፳፻፴፯ ለለይከመ : ስለ : እረጃ : ወይም : ስለ : ታመመ : ወይም : ከእጁ : በታች : የሚመገቡ : ሰዎች : ብዙዎች : ስለሆኑ : የሚመጸውት : ግን : ሐሜት የለበትም = መመኪያ : ይሆንዋል : እግዚእብ ሔርም : ያከብረዋል : እንጂ = ምጽዋቲ : እንደ እግዚእብሔር : ቍርባን : ተቆጥሯልና : ስለሚ ሰጡ : ሰዎች : ዘውትር : ያለምን = የሚቀ በለውንም : በስንፍና : እይቀበል = ስለተሰ ጠችው : ከብር : ነው : እንጂ = በተቻለው : መጠን : ምጽዋት : ለሚሰጡት : ሰዎች : ስለ እርሱ : የጸሎቱን : ዋጋ : ያብዛ = ጳውሎስም : “ሊሠራ : የማይወድ : ሰው : እይመገብ : እለ” (፪ኛ : ተስ : ፫ : ፲) =

፳፻፴፯ ስለዚህ : ለሰው : ሁሉ : ምጽዋት : ከኃጢአት : እንድታነፃ : በይልን : እንድታስተሠርይ : ከክፉ : እንድታድን : ማመን : ይገባዋል = በእ ርቧም : አጥፍ : ድርብ : ዋጋ : እናገኛለን = እየ ተቻለው : ምጽዋት : የማይመጸውት : ሰው : የከሐዲና : የክፉ : ግብር : አበር : ነው = ጌታ ችንም : “ምጽዋትን : ሰጡ : ሁሉም : ለእና ንተ : ንጹሕ : ይሆንላችኋል” : እለ = (ሉቃ : ፲፩ : ፵፩) = ሐዋርያትም : በዲድስቅልያ : በኀፀኛው : እንቀጽ : ተናገሩ : (እሉ) =

፳፻፴፯ ዳግመኛም : ዳንኤል : ስለዚህ : እንዲህ : እለ : “ንጉሥ : ሆይ : ምክራ : ደስ : ያለኝህ : ምጽ ዋት : በመስጠትህ : በደልህ : ለነዳያንም : በመ ራራትህ : ዓመግህ : ይቀርልህ : ዘንድ” (ዳን : ፩ : ፳፯) = ዳዊትም : “ለድኃና : ለቸግረኛው : የሚራራ : ሰው : ብፁዕ : ነው : ከክፉ : ቀን : እግዚእብሔር : ያድነዋል : እለ” = (መዝ : ፵፩ ፩) = ስሎሞንም : “የድኃውን : ፈቃድ : የሚፈ ጽም : ሰው : ግን : ዳግመኛ : አጥፍ : ድርብ : ዋጋ : ይሰጠዋል : የድሆችን : ጨኸት : እንዳ -

ሰበ : ይሰክል : ኢይሰማዕ : ሰክለቱ : ሱቱ ።

ይሰማ : ቸርነቱን : የዚጋ : ሰው : ግን : እሱም : ዳግመኛ : በለመን : ጊዜ : ልመናው : አይሰማ ለትም : ለለ = (ምሳ : ጳጳ : ፲፫-፲፬) ።

፳፻፵፰ ጤት : ጅቱ : ለአመቦ : ዘሎቱ : አዝማድ : ወሬ ድፋደሰ : ለአመ : ኮኑ : እምሰብአ : ሃይማኖት : ወኢያሰተሐምም : ለአሠንዮቶሙ : ናሁ : ክሕደ : ሃይማኖቶ : ወውአቱ : የአኪ : እምእለ : ኢየአምኑ ። ወወንጌልኒ : ሰምዐ : ይከውን : “በዘይቤሎሙ : እግዚእን : ለእለ : ይቀውሙ : በፀጋሙ ። ወአምሳሊሁ : ለባዕል : ዘኢወሀቦ : ለአልአዛር : ነዳዶ : ወበምሳሌ : ይናግል : ኃምሰ : አብዳት ።

፳፻፵፱ ጤት : ጅ : ዘመዶች : ያሉት : ሰው : ቢኖር : ይል ቁንም : ከሃይማኖት : ሰዎች : ወገን : ቢሆኑ : እነርሱን : ለመርዳት : ባያሰብ : እነሆ : ሃይማኖ ቱን : ካደ : ከግያምኑም : ሰዎች : እርሱ : ይከ ፋል = (ጳጳ : ጢሞ : ጅ : ጆ) ። ወንጌልም : በግራ ለሚቆሙ : ሰዎች : ጌታ : ያለውን : ይመሰክ ራል : ለተቸገረው : አልአዛር : ባልሰጠው : ባለጸጋና : በአምሰቱ : ሰነፎች : ይናግል : ይመ ሰላል ።

፳፻፵፱ ወበእንተዝ : አመቦ : ዘፈተደ : ከመ : ይኩን : ፍጹመ : ይደልዎ : ይመጽውት : ነሱ : ንዋዮ : እሰመ : ምጽዋትሰ : በኩሉ : ንዋዶ : ኢተአዘ ዘት : ላዕለ : ነሱ : ሰብእ ። ወተዳሚሰ : በእ ንተ : ቃለ : እግዚእን : ዘይቤ : እመሰ : ትፈ ቅድ : ትኩን : ፍጹመ : ሐር : ወሚኖ : ነሱ : ዘለከ : ወሀብ : ለነዳዶን” ። ወዳግም : በእንተ : ቃለ : ጳውሎስ : ዘይቤ : “ኩኑ : በዝንቱ : ዘመን : በዘትትጫረዩ : ቦቱ : በግብራቲክሙ : ወከመ : ይኩን : ተረፈ : ዚአክሙ : ተውሳክ : ለሕጻጽ : አልክቱ : ወተረፈ : ዚአዘሙኒ : ካዕበ : ተውሳክ : ለንትጋ : ዚአክሙ” ። ወበእንተዝ : ውሳኔያተ : ሕገ : ምጽዋት : ኢይትዝበር : በአ ድልዎ : ወከመ : ይትወሀብ : በፍሥሐ : ዘእ ንበለ : ንዘን : ወከመ : ኢይነሰሐ : በእንጉ ለሃ ።

፳፻፶፱ ስለዚህ : ፍጹም : ሊሆን : የወደደ : ሰው : ቢኖር ገንዘቡን : ሁሉ : መመጽወት : ይገባዋል ። ገን ዘብን : ሁሉ : መመጽወት : ግን : ለሰው : ሁሉ : አልተዘዘችምና ። መጀመሪያውስ : “ፍጹም : ልትሆን : ከወደድከስ : ሃይሀ : ያለህን : ገንዘብ ህን : ሁሉ : ሸጠህ : ለነዳዶን : ሰጥ : ብሎ : ጌታ ችን : እንደተናገረ : ነው ።” (ማቴ : ፲፱ : ጳጳ) ። ሁለተኛው : ጳውሎስ : በዚህ : ዘመን : በሥራ ችሁ : ተካክላችሁ : ኑሩ : ብሎ : ስለተናገረ : ነው ። የእናንተ : ተረፍ : የእነዚያን : ጉደሎ : ይሞ ላው : ዘንድ : ዳግመኛም : የእነሱ : ተረፍ : የእናንተን : ጉደሎ : ይሞላው : ዘንድ ። (ጴጥ : ቆሮ : ጅ : ፲፬) ። ስለዚህ : የምጽዋት : ሕግ : ውሳኔ : በማድላት : እያሠራ ። ያለ : ንዘን : በደሰታ : እንዲሰጥ : ስለርሷም : እንዳይጸጸቱ ።

፳፻፶፱ ወይኩን : ወሃዚሃ : መፍቀራ : ሰብእ : ዘኢኮን : ተንባዩ : ላዕለ : ዘይሁብ : ምጽዋተ : ወከመ : ኢይትሐሰቦ : በእንተአሃ : ለኤዲስቆጶስ : ወኢ ይትንሠሃ : በእንተ : መግቦቱ : ኪያሃ ። ወኢይ ናፍቅ : እላ : ይእምር : ከመ : እግዚአብሔር : ይፈደዮ : በእንተአሃ ።

፳፻፷፱ ስጭዋም : ምጽዋቱን : በሚሰጠው : ሰው : ላይ : የሚታበይ : የይደለ : ሰው : ወዳጅ : ይሁን ። ስለእርሷም : እዲስቆጶስን : እንዳይቆ ጣጠረው : እርሷን : በማስተዳደሩ : እንዳይ መራመረው : አይጠራጠር : በእርሷ : እግዚ አብሔር : እንዲከፋለው : ይወቅ : እንጂ ።

፳፻፷፱ ወትኩን : ንዋዶ : ዘአለቦ : ነውር : ወዝንቱኒ : ከመ : ቃለ : እግዚእን : ዘይቤ : “ኢትግበሩ : ምጽዋተክሙ : በቅድመ : ሰብእ : ከመ : ይርአ ዩክሙ : ወእመ : አኩሰ : ዓሰብ : አልብክሙ : በንዘ : አቡክሙ : ሰማያዊ ። ወለእመ : ገበርከ : ምጽዋተ : ኢትንፋሳ : ቀርን : ከመ : ይገብሩ : መደልዎን : በገብኤ : ወበፍናዎት : ከመ : ይት አኩኑ : እምሰብእ : አማን : እብለክሙ : ነሥእ ልግታሙ ።

፳፻፸፱ ምጽዋት : ነውር : የሌለባት : ትሁን : ያዩላ ችሁ : ዘንድ : ምጽዋታችሁን : በሰው : ፈት : አታድርጉ : ብሎ : ጌታችን : እንደተናገረ ። ይዘ : ካልሆነ : ግን : በሰማያዊ : አባታችሁ : ዘንድ : ዋጋ : የላችሁም ። ምጽዋት : ብታደርግ : ነጋሪት : አትምታ : ግብዞች : በአደባባይና : በመንገድ : እንደሚያደርጉት : ከሰው : ይመሰ ገኑ : ዘንድ : በእውነት : ዋጋቸውን : አገኙ ። (ማቴ : ፮ : ጅ - ፱) ።

አንቀጽ : ፺፮ =

ሰለ : ምጽዋት =

፺፻፵፪ ትሃ : ወኢትጎገን : ሰበ : መጽወትኮ : ለአኑከ = ወበከመ : ይቤ : ሐዋርያ : “ነሱ : ብእሲ : እም ኔከመ : በከመ : ሐለየ : በልቡ : ይግበር : ወእኮ : ከመ : ዘይከውን : በትዕግልት : ወበጎ ዘን : እሰመ : አግዚአብሔር : ያፈቅሮ : ለወ ሃቤ : ዘይሁብ : በፍሥሐ” = ወዓዲ : ይቤ : እመ : አብላዕኩ : ነሱ : ዘብየ : ለነዳያን : ወእ ልብየ : ተፋቅሮ : እልቦ : ዘረባሕኩ =

፺፻፵፫ ጴጥ : ወኢትሰድዶ : ለምሰኪን : እምእንቀጸ : ቤትከ : ወኢትትዐወሮ : እምቃሉ : ወኢትጎ ሥጸ : ወኢታሰተሐቅሮ = አላ : አክብሮ : እም ሕሊናከ : ከመ : ትናዝዞ : ወታሰተፍሥሐ : ለከ ኒ : ከመ : ያስተፍሥሐከ : እግዚአብሔር = ወእ ንብሮ : ምሰሌክ : ጊዜ : ማእድክ : ወዘዕዋዕ : ዘትሰተ : ቦቱ : አስትዮ : ወኢትትመካሕ : ላዕ ሌሁ =

፺፻፵፬ ድሰቅ : ኂቱ : ወኢያይሉ : ከመ : ትትሐሰቦ : ለኤጲስቆጶስ : ወኢትሕትት : በእንተ : ምግብ ናሁ : ዘከመ : አፎ : ያገብር : አው : በእይ : ዘመን : ወበእይ : መካን : አው : ለዘወህበ : አው : በኑ : ያሜኒ : ምግብና : በከመ : ይይሉ : እሰመ : እግዚአብሔር : ወዘቦ : ሎቱ : ዘንተ : ምግብና =

፺፻፵፭ ረሰጠብ : ኀወጃቱ : ወለአመ : ብከ : ምንትኒ : እምንዋያት : ወወሀብከ : እምኔሁ : እንዘ : ተጎ ሥሥ : መድኃኒተ : ነፍሰከ : እምእበላከ : እት ኩን : ዘጃኤ : ልቡ : ወለእመ : ወሀብከ : ንዋ የከ : አአምር : መኑ : ውአቱ : ዘይፈድየከ =

፺፻፵፮ ወሐዋርያትኒ : እዘዙ : ከመ : ኢይንሥሉ : ምጽ ዋተ : እምአይ : አኩያን : ዘተዘከሩ : በአንቀጸ : ቊርባን : ወይቤሉ = ድሰቅ : ጳወጃዱ : ወለ አመ : ትብሉ : እሰመ : እሉ : አለ : ይሁቡ : ምጽዋተ : ለእመ : ኢነሣእን : እምኔሀመ : ምን ተኑ : ንሴሰዮሙ : ለመዘለታት : ወበምንት : ናልዘቆሙ : ለይካትም : ወንሁቦሙ : ለጽኑ ሳን : ዘውሰተ : ሕዝብ : ይሰምዑ : እምኔን : አለ : ከመዝ : ይብሉ = አኮኑ : በእንተ : ዝንቱ : ትንሥሉ : ከብረ : ሌዋውያን : እንተ : ይእቱ : ቀዳምያተ : እክል : ወነሢአ : በከር : ዘይሁቡ ከመ : ሕዝብከመ : ዘየእክልከመ : ለርእስ ከመ : ወዘየእክሎመ : ለጽኑሳን : ወኢትፍ ቅዱ : ከመ : ትንሥሉ : እምእኩያን = ወለአመ :

፺፻፵፪ ትሃ : ለወንድምህ : በመጸወትኸው : ጊዜ : አት ዘን = ሐዋርያው : አንዳለ : ከእናንተ : ወገን : ሰው : ሁሉ : በልቡ : ያሰበውን : ያድርግ : በቅ ሚያ : በማላዘን : የሚሆን : እያይለም = በደስ ታ የሚሰጠውን : ሰጭ : እግዚአብሔር : ይወደ ዋልና = (ጃኛ : ቆሮ : ፱ : ፯) = ዳግመኛም : ያለ ኝን : ሁሉ : ለነዳያን : ባበላ : ፍቅር : ከሌለኝ : የተጠቀምሁት : የለም : አለ = (ጃኛ : ቆሮ : ፲፫ : ፫) =

፺፻፵፫ ጴጥ : ድኃውን : ከቤትህ : ይጃፍ : አታላድደው ከንግግሩ : የተነሳ : ቸል : አትበለው : አትቆ ጣው : አታቃለው = ታረጋጋው : ደስ : ታሰ ኘው : ዘንድ : አንተንም : እግዚአብሔር : ደስ : ያሰኝዘ : ዘንድ : ከልብህ : አክብረው : እንጂ = በማዕድህ : ጊዜ : ከእንተ : ጋር : እስቀምጠው : በምትጠጣዘትም : ጽዋ : አጠጣው : አትመካ በትም =

፺፻፵፬ ድሰቅ : ኂ : ኤጲስቆጶስን : ልትቆጣጠረው : አይገባም = አንደምን : ይሠራዋል : ብለህ : ስለ : ሹመቱ : አትመራመር : በመቸ : ዘመን : በዬት : ቦታ : ወይም : ለማን : ሰጠው : ወይም : እንደሚገባው : በሹመቱ : ያስተዳድርበታል ? ብለህ = ይህን : ሹመት : እግዚአብሔር : ለርሱ : ስጥቶታልና =

፺፻፵፭ ረሰጠብ : ኀጂ : ከገንዘብ : ወገን : ምንም : ቢኖርህ : ከበደልህ : የተነሳ : የነፍሰዘን : ድጎነት : ስትሻ : ከርሱ : ብትሰጥ : ሁለት : ልብ : አት ሁን = ገንዘብህን : ብትሰጥ : የሚከፍልህ : ማን : እንደሆነ : እወቅ =

፺፻፵፮ ሐዋርያትም : በአንቀጸ : ቊርባን : ከተነገሩት : ከከፋዎች : አጅ : ምጽዋትን : አይቀበሉ : ብለው : እዘዙ = (ፍ : ነገ : ፲፫ : ፳፻፩ =) ድሰቅ ጳጅ : ምጽዋት : የሚሰጡ : አሊዘ : ናቸው : እኮ : ብትሉ : ከነርሱ : ካልተቀበልን : ባልቴቶ ችን : ምን : እንመግባቸዋለን ? ድን : አደንችን : በምን : እናሳድጋቸዋለን ? ከሕዝቡ : ወገን : ለተቸገሩት : ምን : እንሰጣቸዋለን ? ብትሉ : አንዲህ : የሚሉ : ከእኛ : ይሰሙ = ስለዚህ : የሌዋውያንን : ሀብት : የምትቀበሉ : እይደላ ችሁምን ? ይህችውም : የእዘሉ : መጀመሪያ : ናት : ለራሳችሁ : የሚበቃችሁን : ለተቸጹ ትም : የሚበቃችሁን : ወገኖቻችሁ : የሚሰጡ ችሁ : በከራት : ነው = ከከፋዎችም : መቀበ

ኮነት ፡ ጉባዔ ፡ ኮሎንታሃ ፡ ትገብር ፡ ከመዝ ፡
ወአልቦ ፡ ሠናይት ፡ ከመ ፡ ይኩን ፡ ስብእ ፡ ባቲ፡
ይሄይሰከመ ፡ ትሙቲ፡ ፡ ወትማሰኑ ፡ ዘረኃብ ፡
ፈድፋይ ፡ እምትንሥኡ ፡ እምአፅራረ ፡ እግዚአ
ብሔር ፡ ወውአቲ ፡ ይኩውን ፡ ሰሐቀ ፡ ወሰላቀ ፡
ማአከለ ፡ አብያጸሁ ፡ ወበእንተ ፡ እሉ ፡ ይቤ ፡
ነቢይ ፡ ቅብአ ፡ ኃጥአንስ ፡ ኢይትቀባእ ፡ ርአ
ሰዩ ፡

በልን ፡ አትውይዱ ፡ ሁሉመናዋ ፡ የተሰሰሰበ
ችው ፡ ኃጢአተኛ ፡ ብትሆን ፡ እንደዚህ ፡ ብታደ
ርግ ፡ ሰው ፡ ይኖርባት ፡ ዘንድ ፡ ያግ ፡ ነገር ፡
ባይኖር ፡ ከእግዚአብሔር ፡ ጠላቶች ፡ ምጽዋት ፡
ከምትቀበሉ ፡ ፈጽማችሁ ፡ በረኃብ ፡ ብትሞቱ ፡
ይሻላችኋል ፡ ይኸውም ፡ በባልንጀሮቹ ፡ መካ
ከል ፡ መሳለቂያ ፡ መዘባበቻ ፡ ይሆናል ፡ ስለእ
ነርሱም ፡ ነቢይ ፡ “የኃጥአንን ፡ ቅባት ፡ ራሴ ፡
አይቀበም ፡ አሰ” (መዝ ፡ ፻፵፩ ፡ ፩) ፡

፳፻፵፯ ድስቅ ፡ ጽወፅዱ ፡ ወኩኑ ፡ አመካርያን ፡ ለኩሉ ፡
ሰለፅዱ ፡ እምኒክመ ፡ ወተወከፍዎ ፡ ለዘየሐ
ውር ፡ ሐረተ ፡ ርቱፀ ፡ በኩሉ ፡ ግብር ፡ ወዓዲ ፡
ይቤ ፡ ወለአመ ፡ ኮነ ፡ በእንተ ፡ ዓጸባ ፡ ትነ
ሥኡ ፡ ብሩረ ፡ እምዘ ፡ ኢትፈትዉ ፡ ዘውእቲ ፡
እምብእሲ ፡ ርኩሰ ፡ ዘእያአምን ፡ ረሰይዎ ፡
ሰሤጠ ፡ ዕፀው ፡ ወለአንድዶ ፡ ከመ ፡ ኢይን
ሥኡ ፡ እምኒሁ ፡ መበለታት ፡ ወአንስ ፡ ማውታ
ወኢይጸሀቁ ፡ ከመ ፡ ይሳየጡ ፡ ቡቲ ፡ መብልፀ።
ወመሰቲ ፡ በዘኢይይሉ ፡ ርቱፀ ፡ ውአቲ ፡ ከመ ፡
ይኩን ፡ መብልፀ ፡ ለእሳት ፡ ዝንቲ ፡ ንዋየ ፡
ዐማዕያን ፡ ወኢይኩን ፡ መብልፀ ፡ ለቅዱሳን ፡

፳፻፵፰ ድስቅ ፡ ጽፎ ፡ ከእናንተ ፡ ወገን ፡ ሁሉን ፡ ለእያን
ዳንዱ ፡ የምትፈትኑ ፡ ሁኑ ፡ በሥራው ፡ ሁሉ ፡
በቀና ፡ ሥራ ፡ ጸንቶ ፡ የሚኖረውን ፡ ተቀበሉት።
ዳግመኛም ፡ አለ ፡ ከማትወዱት ፡ ይኸውም ፡
ከማያምን ፡ ከኃጢአተኛ ፡ ሰው ፡ ስለችግር ፡
የምትቀበሉ ፡ ከሆነ ፡ አንጨት ፡ ገዝታችሁ ፡ አን
ድዱበት ፡ ባልቴቶቹ ፡ እናት ፡ አባት ፡ የሞተባ
ችው ፡ ከእርሱ ፡ እንዳይወስዱ ፡ በማይገባው ፡
ገንዘብ ፡ መብል ፡ መጠጥ ፡ ይገዙበት ፡ ዘንድ ፡
እንዳይተጉ ፡ ይህ ፡ የኃጢአተኞች ፡ ገንዘብ ፡
በእሳት ፡ ሊቃጠል ፡ ይገባል ፡ የምእመናን ፡
(የቅዱሳን) ምግብ ፡ አይሁን ፡

፳፻፵፱ ክፍል ፡ ይደልዎ ፡ ለዘያሰተጋብእ ፡ ሎቲ ፡
ንዋየ ፡ ዘቦቲ ፡ ዕቅፍት ፡ አሰመ ፡ ውአቲ ፡ ገብረ፡
ዓመፃ ፡ በአስተጋብእተ ፡ ዚእሁ ፡ ኢያስተጋ
ብእ ፡ አንክ ፡ ምሰለ ፡ ዝንቲ ፡ ኃጢአ ፡ ጸድቅ ፡
ሩ ኃክር ፡ በእንተ ፡ ምጽዋት ፡ በሐልዮቲ ፡
ኩመ ፡ ውአቲ ፡ ዘኢይይመሰስ ፡ አበሳሁ ፡ አላ ፡
ይትነሳሕ ፡ እምዝንቲ ፡ ምግባር ፡ ወይሚጥ ፡
ንዋየ ፡ ለዘነሥእ ፡ በትዕግልት ፡ ወለእመሰ ፡
ኢተክህሎ ፡ ይክፍል ፡ ወየሀቦመ ፡ ለነዳያን ፡
በከመ ፡ አዘዘ ፡ እግዚአብሔር ፡ በአረት ፡ ወበወ
ንጌል ፡

፳፻፶፩ ክፍል ፡ መሰናክል ፡ ያለበትን ፡ ገንዘብ ፡ የሚሰ
ብሰብ ፡ ሰው ፡ ገንዘብ ፡ በመሰብሰቡ ፡ ኃጢአት ፡
እድርጓልና ፡ እንዳይሰበሰብ ፡ ይገባዋል ፡ ከዚ
ህም ፡ ጋር ፡ ስለምጽዋቲ ፡ በደሉ ፡ እንደማይሠ
ረይለት ፡ በማሰቡ ፡ የእውነትንና ፡ የምክርን ፡
ማጣት ፡ እንግዲህ ፡ አይሰብሰብ ፡ ከዚህ ፡
ሥራው ፡ ይመለስ ፡ እንጂ ፡ በጉልበት ፡ የቀማ
ውንም ፡ ገንዘብ ፡ ይመልስ ፡ መመለስ ፡ ባይቻ
ለው ፡ ግን ፡ እግዚአብሔር ፡ በአራትና ፡ በወን
ጌል ፡ እንዳዘዘ ፡ ለነዳያን ፡ ከፍሎ ፡ ይሰጣቸው ፡

፳፻፶፪ ወአራትሰ ፡ በእንተ ፡ ትእዛዙ ፡ ለእግዚአብሔር ፡
ልፀል ፡ በውሰቴታ ፡ ከመ ፡ ያግብኡ ፡ ተዓጋል
ያን ፡ በጊዜሁ ፡ ንዋየ ፡ ዘተዓገሉ ፡ ወጅተ ፡ እይ ፡
በአምሳሊሁ ፡ ለዘሃድዎ ፡ ወያቅርቡ ፡ ቍርባን ፡
ለእግዚአብሔር ፡ ወሶበ ፡ ኢተረክበ ፡ ውአቲ ፡
ወኢፅዱ ፡ እምአዝማዲሁ ፡ ይረሰይዎ ፡ ለእግዚ
አብሔር ፡ ወየሀብዎ ፡ ለካዘን ፡ ምሰለ ፡ ቍር
ባን ፡

፳፻፶፫ በአራትሰ ፡ ገንዘብ ፡ የቀሙ ፡ ሰዎች ፡ ወዲያው ፡
ለቀሙት ፡ ሰው ፡ በመሰሉ ፡ ፮ ፡ እጅ ፡ ጨም
ረው ፡ ይመልሱ ፡ ዘንድ ፡ ልፀል ፡ እግዚአብሔር
ሰለአዘዘ ፡ ነው ፡ ለእግዚአብሔርም ፡ ቍርባን ፡
ያቅርቡ ፡ እርሱ ፡ ከዘመዶቹም ፡ እንዱ ፡ ባይ
ገኝ ፡ የእግዚአብሔር ፡ ገንዘብ ፡ አድርገው ፡
ከመጣው ፡ ጋር ፡ ለካዘኑ ፡ ይሰጡት ፡ (ዘፀ ፡ ፳፪ ፡
፩ - ፪) ፡

፳፻፶፬ ወወንጌልኒ ፡ በእንተ ፡ ዘይቤ ፡ እግዚእን ፡ በም
ሳሌ ፡ ለዘሰመዮ ፡ መጋቤ ፡ ዓመፃ ፡ ዘጸውዎሙ ፡
ለአለ ፡ ይፈድይዎ ፡ ዕዳ ፡ ለእግዚኡ ፡ ውነይገ ፡

፳፻፶፭ በወንጌልም ፡ ጌታችን ፡ ለጌታው ፡ ዕዳ ፡ የሚከ
ፍሉትን ፡ ሰዎች ፡ ጠርቶ ፡ የጌታውን ፡ ገንዘብ ፡
እኩሌታውን ፡ ለተወላቸው ፡ ዐመፀኛ ፡ ሹም ፡

አንቀጽ : ፲፮ ።

ሎሙ : መንፈቀ : ንዋይ : ዘእግዚአብሔር : ወይቤ : ወንጌላዊ : ወንጌይ : እግዚአብሔር : ሰሙንቤ : ዓመዓ : እሰመ : ውእቲ : ከመ : ጠቢብ : ንብረ ። ወይቤ : እግዚአብሔር : ወእነሂ : እብላከመ : ግብሩ : ለከመ : እዕርከተ : እምንዋየ : ዓመዓ : ከመ : ሶበ : አጎለቅሙ : ይትወከፋክመ : ውስተ : አብያተገብሩ : ዘለዓለም ። ወዓዲ : ይቤ : እመሰ ኢተረከብከመ : ምእመናን : በንዋየ : ዓመዓ : መኑ : ይትእመናከመ : በንዋየ : ጽድቅ ። ወሶበ : በንዋየ : ባዕድ : እተረከብከመ : ምእ መናን : መኑ : ይሁብከመ : ንዋየከመ ።

፳፻፶፩ ወወደሳ : እግዚአብሔር : ለዘማዊት : ዘወደበት : ንዋየ : ለመልእክተ : ዘአሁ : አመ : ነሰሐት : እምነጣውእሃ : ወእያስተጎረጎረ : እግዚአብሔር : እምተስፋ : ድኅን : ለዘኬምሰ : ሶበ : ይቤሎ : እመሂ : በ : ዘጎፋዕክም : እፈደዮ : ህየንተ : ፩ዱ ትርብዕተ : ወእሁብ : መንፈቀ : ንዋይየ : ለነ ዳያን ።

፳፻፶፪ ወበከመ : ይነግር : መጽሐፈ : እብረክሲስ : በከመ : ኮኑ : ሐዋርያት : ይነሥእ : ንዋየ : እምእመናን : ወይሁብም : ለሰጅዱ : ጅዱ : ብእሲ : በበመፋቅዱ ። ወዕወቅ : ውእቲ : ከመ : እሱ : ምሰለ : ብዙኖሙ : ወበእንተ : ዘአኮኑ : ምእመናን : እያትጎደግ : ግብር : ከመ : ይኮን : እመሶ : እምውሰቴቶሙ : ዘዐ : ነውር : ውስተ : ንዋየ ። ወምሰለ : ዝነቲ : ናሁ : እርድእት : ይትዌከፋ : ንዋየሙ : በጊዜ : ግብእቶሙ : ወእ ሚኖቶሙ : ወይሁብምሙ : ለጽኑሳን : እም ኔሁ ። ወናሁ : ይቤ : ቅዱስ : ጎርጎርዮስ : ታእ ጎሎስ : በጥንተ : ድርሳኑ : እንተ : ተናገረ : ባቲ እምድጎረ : አርምሞቲ : ወለእመ : ኮነ : ዘእኮነ ግብር : እምዘይትቀረብ : ንኡስ : ውእቲ : ወለእመኒ : ውስተ : ዘይንእስ : እምግብራት : አርጎቃ : እምትእዘዙ : ርቱዕ : እያትጎደግ : ግብር : ዘቀደመ : ወዘእቅረብዎስ : እምኮለሄ : ኢይትወከፋ ።

ሰለ : ምጽዋት ።

በተሰኘው : መሰሎ : ሰለተናገረ : ነው ። ወንጌላዊውም : ዐመዐኛውን : ሹም : እግዚአ ብሔር : እመሰገው : እለ : የእዋቂ : ሥራ : ሠራ ጌታችንም : እለ : “እኔም : በጎላፈው : ገንዘብ : ወዳጆች : እውጡበት : እላችኋለሁ ። በጨረሳ ችሁም : ጊዜ : በዘለዓለም : በታቸው : ይቀበሏ ችሁ : ዘንድ : ዳግመኛም : በሚያልፈው : ገንዘብ : የምትታመኑ : ሁኖችሁ : ካልተገኛችሁ : በማያ ልፈው : ገንዘብ : ማን : የምናችኋል ? በባዕ ድም : ገንዘብ : የምትታመኑ : ሁኖችሁ : ካልተ ገኛችሁ : ገንዘባችሁን : ማን : ይሰጣችኋል ?” (ሉቃ : ፲፮ : ፩-፲፪) ።

፳፻፶፫ ጌታችንም : ከጎጠእቲ : በተመለሰች : ጊዜ : እርሱን : ለማገልገል : ገንዘቧን : የሰጠች : ዘማ ዊትን : እመሰግናት ። (ሉቃ : ፯ : ፵፯-፵፰) ። የበደልኩት : ሰው : በኖር : በእንድ : አራት : እከ ፍሰዋለሁ : የገንዘቤንም : እኩሌታ : ለነዳያን : እሰጣለሁ : ባለው : ጊዜ : ጌታ : ዘኬምሰን : እድናለሁ : ከማለት : ተሰፋ : እላሳፈረውም ። (ሉቃ : ፲፱ : ፪ - ፮) ።

፳፻፶፬ ሐዋርያት : ከምእመናን : ወገን : ገንዘብ : ይቀ በሉ : እንደነበር : የሐዋርያት : ሥራ : (መጽ ሐፍ) : እንደሚናገረው : ለእያንዳንዱም : ሰው : በየፈቃዱ : ይሰጡት : ነበር ። እሊህ : ከብዙ ምቹ : ጋር : ምእመናንን : ሰላልሆኑ : ይሆን : ዘንድ : ሥራው : እንዳማያቀር : የታወቀ : ነው : ከእነርሱም : ወገን : በገንዘቡ : ነውር : ያሰበት : ሲሆን ። ከዚህም : ጋር : እነሆ : ሐዋር ያት : በተመለሱ : ባመኑ : ጊዜ : ገንዘባቸውን : ይቀበሉ : ነበር : ከገንዘቡም : ለተቸገሩት : ይሰጧቸው : ነበር ። (የሐዋ : ፪ : ፵፱ - ፵፯) ። እነሆ : ነባቤ : መለኮት : ቅዱስ : ጎርጎርዮስ : ከሕርመቲ : በኋላ : በተናገረው : በድርሰቲ : መጀመሪያ : ከሚመጸወተው : ገንዘብ : ወገን : የማያገባ : ገንዘብ : ቢሆን : ትንሽም : ቢሆን : ከሥራም : ወገን : እነሱተኛ : ቢሆን : ከቀናው : ሕጉም : በያርቃት : በቀደመው : ሥራ : ሊቀር : እይገባውም ። ሳይመለሱ : ከሁሉም : ወገን : ያቀረቡትን : ግን : እይቀበሉ ።

አንቀጽ : ፲፮ ።

አንቀጽ : ፲፱፻፲፮ ።

በእንተ ፡ ዘይሠየም ፡ ላዕለ ፡ ንዋየ ፡ ምጽዋት ፡ ወንዋየ ፡ ቤተ ፡ ክርስቲያን ፡ ወቀርባናተሃ ፡ ወዘከመ ፡ ይደሉ ፡ ውሂቦታ ፡ ወክፈሎታ ፡ ወነሱ ፡ ዘይከውን ፡ ባቲ ።

፳፻፶፫

ወውእቲ ፡ ኅበ ፡ ቸቲ ፡ እኩፋል ። ቀዳሚ ፡ ከመ ፡ የእዝዝ ፡ ኤጲስቆጶስ ፡ በነሱ ፡ ንዋየ ፡ ቤተ ፡ ክርስቲያን ፡ ወያስተዋዕለ ፡ እምኔሁ ፡ ዘይፈቅድ ፡ ለሊሁ ፡ ለርእሱ ፡ ወለጽኑሳን ፡ እምቀሳውስት ፡ ወዲያቆናት ።

፳፻፶፬

ሪስጠጅ ፡ ጃ ፡ ንእዝዝ ፡ ከመ ፡ ይኩን ፡ ኤጲስቆጶስ ፡ ሥሉጠ ፡ ላዕለ ፡ ንዋየ ፡ ቤተ ፡ ክርስቲያን ። እምከመስ ፡ ኮን ፡ ዘተእመንዎ ፡ ላዕለ ፡ ነፍሳተ ፡ ስብእ ፡ ክቡራት ፡ ምንትኑ ፡ ይእቲ ፡ ኩላ ፡ ንዋይ ፡ ወጥሪት ፡ ዘይሁብዎ ፡ ሎቲ ፡ ከመ ፡ ይመግብ ፡ በትእዛዙ ፡ ዘይሴስዮሙ ፡ ለንዳያን ፡ እምኔሃ ፡ በእደዋሆሙ ፡ ለቀሳውስት ፡ ወዲያቆናት ፡ በፍርሃተ ፡ እግዚአብሔር ፡ ወበረዓድ ፡ ወካዕበ ፡ ይንሥኡ ፡ እምኔሃ ፡ ወየሃብዎሙ ፡ መፍቅዶሙ ፡ ሰፈቃድያን ፡ እኃው ፡ ወለእናግድ ፡ እለ ፡ ይሔውጽዎ ።

፳፻፶፭

ዘሉቃስ ፡ “ወሐዋርያትኒ ፡ ኮኑ ፡ ይሁብዎሙ ፡ ሰስብእ ፡ ለሰጅዱ ፡ ጅዱ ፡ በከመ ፡ መፍቅዱ ፡ እምዘ ፡ ኮኑ ፡ ያመጽኡ ፡ ኅቤሆሙ ።

፳፻፶፮

ሪስጣ ፡ ጳውጅቲ ፡ ወለየሐሊ ፡ ኤጲስቆጶስ ፡ ኩሎ ፡ ዘሀሎ ፡ ውስተ ፡ ቤተ ፡ ክርስቲያን ፡ ወይሥራዕ ፡ ዘከመ ፡ ይሬእዮ ፡ እግዚአብሔር ፡ ሀሎ ፡ ወእይደሉ ፡ ሎቲ ፡ ከመ ፡ ይንግእ ፡ ረባሐ ፡ እምኔሃ ፡ ለባሕቲቲ ፡ ለንገድ ፡ ወእከመ ፡ የሀብ ፡ ንዋየ ፡ እግዚአብሔር ፡ ለእዝማዲሁ ፡ ወእመኔ ፡ ኮኑ ፡ ነዳያን ፡ ወእከመ ፡ ይንግድ ፡ በቤተ ፡ ክርስቲያን ፡ በምክንያቶሙ ፡ ለስብእ ፡ ቤተ ፡ ክርስቲያን ፡ ዘይፈቅዱ ።

፳፻፶፯

ጸክ ፡ ጳውጅቲ ፡ ወለእመስ ፡ እንደገ ፡ ዘንተ ፡ ወእስተዋጽኦ ፡ ለሰላየ ፡ ዚእሁ ፡ ሎቲ ፡ ወለእስተዋጽኦተ ፡ ሰብእ ፡ ቤቲ ፡ ወእያርእዮሙ ፡ ለቀሳውስት ፡ ወለዲያቆናት ፡ ንዋየ ፡ ቤተ ፡ ክርስቲያን ፡ ይኩን ፡ ውፁእ ፡ ምስለ ፡ ስብእ ፡ ቤቲ ፡ ወባሕቲ ፡ ኢይዓእ ፡ ቀሲስ ፡ እው ፡ ዲያቆን ፡ ወእይርጎቅ ፡ እምቤተ ፡ ክርስቲያን ፡ ከመ ፡ ኢይተሐዘብዎ ፡ ጉባኤ ፡ በእንተ ፡ ዝንቲ ።

በምጽዋት ፡ ገንዘብ ፡ ስለሚሾም

አንቀጽ : ፲፯ ።

በምጽዋት ፡ ገንዘብ ፡ በቤተ ፡ ክርስቲያን ፡ ገንዘብ ፡ በመባዋ ፡ ላይ ፡ ስለሚሾም ፡ ሹምና ፡ ክፍሎ ፡ መስጠት ፡ ስለሚገባው ፡ በእርግም ፡ ስለሚሆነው ፡ ሁሉ ።

፳፻፶፫

ይኸውም ፡ ከ፫ ፡ ይክፈላል ። መጀመሪያ ፡ ኤጲስቆጶስ ፡ በቤተ ፡ ክርስቲያን ፡ ገንዘብ ፡ ሁሉ ፡ ያዝዝ ፡ ዘንድ ፡ ክርሱ ፡ ለራሱ ፡ ክቀሳውስትና ፡ ክዲያቆናትም ፡ ወገን ፡ ለተቸገሩት ፡ የሚሻውን ፡ ያወጣጣ ፡ ዘንድ ።

፳፻፶፬

ሪስጠጅ ፡ ጃ ፡ ኤጲስቆጶስ ፡ በቤተ ፡ ክርስቲያን ፡ ገንዘብ ፡ ላይ ፡ የሥላጠን ፡ ይሆን ፡ ዘንድ ፡ እናዝዛለን ። ዘከበሩት ፡ ሰዎች ፡ ነፍሳት ፡ ላይ ፡ የሚያምኑት ፡ ከሆነ ፡ በትእዛዙ ፡ ያስተዳድርባት ፡ ዘንድ ፡ የሚሰጡት ፡ ገንዘብና ፡ ጥሪት ፡ ሁሉ ፡ ምንድን ፡ ናት ። እግዚአብሔርን ፡ በመፍራትና ፡ በመንቀጥቀጥ ፡ በቀሳውስትና ፡ በዲያቆናት ፡ እጅ ፡ ነዳያንን ፡ በእርግ ፡ የሚመግባቸው ። ዳግመኛም ፡ ክርግ ፡ ይቀበሉ ፡ ለሚሹ ፡ ወንድሞችና ፡ ለሚጠይቁት ፡ እንግዶች ፡ የሚሹትን ፡ ይስጧቸው ።

፳፻፶፭

ሱቃስ ፡ ሐዋርያትም ፡ ወደእነርሱ ፡ ካመጡላቸው ፡ ገንዘብ ፡ ለእያንዳንዱ ፡ ሰው ፡ እንደሚሻው ፡ ይስጡላቸው ፡ ነበር ። (የሐዋ ፡ ፱ ፡ ፴፪ - ፴፮) ።

፳፻፶፮

ጳጳጵ ፡ ኤጲስቆጶስ ፡ በቤተክርስቲያን ፡ ውስጥ ፡ ያለውን ፡ ሁሉ ፡ ይወቀው ። የሚያየው ፡ እግዚአብሔር ፡ እንዳለ ፡ እድርጎ ፡ ይሥራ ፡ ለብቻው ፡ ለማስነገድ ፡ ክእርግ ፡ ጥቅም ፡ ያገኝ ፡ ዘንድ ፡ ምንም ፡ ድሆች ፡ ቢሆኑ ፡ የቤተ ፡ እግዚአብሔርን ፡ ገንዘብ ፡ ለዘመዶቹ ፡ ይስጥ ፡ ዘንድ ፡ የሚወዱ ፡ በሆኑ ፡ በቤተ ፡ ክርስቲያን ፡ ሰዎች ፡ ምክንያት ፡ በቤተ ፡ ክርስቲያን ፡ ገንዘብ ፡ ሊነግድበት ፡ አይገባውም ።

፳፻፶፯

ጸክ ፡ ጳጳጵ ፡ ይህን ፡ ባይተው ፡ ለእርሱ ፡ ምግብ ፡ ቢያወጣጣ ፡ ለቤተ ፡ ስቡም ፡ ቢያወጣጣ ፡ የቤተክርስቲያንን ፡ ገንዘብ ፡ ለቀሳውስትና ፡ ለዲያቆናት ፡ ባያሳያቸው ፡ ከቤተ ፡ ስቡ ፡ ጋር ፡ የተለየ ፡ ይሁን ። ነገር ፡ ግን ፡ ቁሱ ፡ ወይም ፡ ዲያቆኑ ፡ አይውጣ ፡ ከቤተ ፡ ክርስቲያንም ፡ አይለይ ፡ ስለዚህ ፡ (ማገበሩ) ፡ ምእመናን ፡ እንዳይጠራጠሩት ።

አንቀጽ : ፲፮ ።

በምጽዋት : ገንዘብ : ስለሚሾም ።

፳፻፱፭ ጽወፀቱ : ወይኩን : ንዋየ : ቤተ : ክርስቲያን : ዕውቀት : በጎበ : ዕውቃን : ቀላውስት : ወዲያቆናት : ወከማሁ : ንዋየ : ኤጲስቆጶስኒ : ካዕበ ። ወለእመ : ሞተ : ኤጲስቆጶስ : ንዋየ : ወንዋየ : ቤተ : ክርስቲያን : ዘዕውቅ : ኢይትገጉል : እምኔሆሙ : ምንትኒ ።

፳፻፱፬ ዘዕንቆራ : ፲፬፣ ወዘተሉ : ንዋየ : ቤተ : ክርስቲያን : እግዚአብሔር : ዘክመ : እልባስ : ወንዋይት : እው : ገራውዘ : እው : ዐፀደ : ወይን : ወእንስላ : ወዘይመስሎ : ለዝንቱ : ይኩን : ዕቁበ : በእደ : ሕዝብ : ፈራህያን : እግዚአብሔር : ወምእመናን ።

፳፻፱፭ ወለእመ : ተዐደወ : ካህን : እው : ካልእ : ከመ : ይሢጥ : እምኔሁ : ንዋየ : ደግብእ : ውእተ : ንዋየ : እምዘሢጦ : ወዘእገዘሂ : ዘተሣየጠ : ንዋየ : ወለእመ : ኢያግብእ : ንዋየ : ቤተ : ክርስቲያን : ጎበ : ቤተ : ክርስቲያን : ዘሜጠሂ : ወዘተሣየጠ : ዙንኔሆሙ : ይፍድዶ : ካዕበተ : በመባሕተ : ኤጲስቆጶስ ። ወይግበር : ውሰቴቱ : በክመ : ይሬእ : በፍርሃተ : እግዚአብሔር ።

፳፻፱፩ በስ : ፹፯፣ ወለእመ : ሞተ : ፩ዱሂ : ወእዘዘከመ : የሀቡ : ንዋየ : ለቤተ : ክርስቲያን : ለእመ : ኮነ : ውእቱ : ንዋየ : ወርቀት : እው : እልባስ : እው : ብርተ : እው : እክለ : ይንሣእ : መጋቢሁ : ለኤጲስቆጶስ : እው : ቀሲስ : ዘቤተ : ክርስቲያን : ወለእመ : ኮነ : ውእቱ : ምንትኒ : ላዕሌሁ : ጸባሕተ : ንጉሥ : እው : ግሥራት : ኢይትመጠውዎ ። እስመ : ኢመፍትው : ትኩን : ቤተ : ክርስቲያን : በታሕተ : ምልክና።

፳፻፱፪ ክፍል : ዳግማዊ : ክመ : ይሢሙ : መግብተ : ላዕለ : ዘይበውእ : ውስተ : ቤተ : ክርስቲያን : ወላዕለ : ዘይወዕእ : እምኔሃ : ወከመ : ይፍልጡ : መካናተ : ለድወያን : ወለእናግድ : ወይሢሙ : ሎሙ : ላእካነ ። ዘኒቅዶ : ፳፻፲፭፣ ወይሢሙ : ለተሉ : ቤተ : ክርስቲያን : ዐቃቤ : ወመግብተ : ከመ : ይመግቡ : ካዕበ : ለዘይበውእ : ወይወዕእ : ወይትፈለጥ : ለለጅዱ : እምኔሆሙ : ለግብረ : ዐቂብ : እምእለ : እመግብዎሙ : ይሠየሙ : ቦቱ : በርትዐ : እግዚአብሔር : ዘይደሉ ። ወኢይኩን : ፩ዱሂ : በእምላለ : ገብር : እኩይ : ዘይፈነ : ወርቀት : እግዚአብሔር ።

፳፻፱፭ ጽፀ : የቤተ : ክርስቲያን : ገንዘብ : በታወቁ : ቀላውስትና : ዲያቆናት : ዘንድ : የታወቀ : ይሁን ። ዳግመኛም : የኤጲስቆጶስ : ገንዘብ : እንደዚሁ : ነው ። ኤጲስቆጶስ : ቢሞት : ገንዘቡና : የታወቀ : የቤተ : ክርስቲያን : ገንዘብ : ክእንርሱ : ወገን : ምንም : እይጥፋ ።

፳፻፱፬ ዕንቆራ : ፲፬፣ የእግዚአብሔር : ቤተ : ክርስቲያን : ገንዘብ : ሁሉ : እንደልብስ : እንደ : ገንዘብ : ወይም : እንደ : እርሻ : ወይም : እንደ : ወይን : ቦታ : እንደ : ክብት : ያለውና : ይህን : የመሳሰለው : ሁሉ : እግዚአብሔርን : በሚፈሩ ሰዎችና : በምእመናን : እጅ : የተጠበቀ : ይሁን ።

፳፻፱፭ ካህኑ : ወይም : ሌላው : ከእሱ : ገንዘቡን : ለመሸጥ : ቢደፋፈር : ከሸጠበት : ይህን : ገንዘብ : ገንዘቡንም : ገዝቶ : የደዘው : ይመልስ ። የሸጠም : የገዛም : የቤተ : ክርስቲያን : ገንዘብ : ወደቤተ : ክርስቲያን : ባይመልስ : ቅጣታቸው በኤጲስቆጶስ : ሥልጣን : እጥፍ : ድርብ : ይከፍሉ : ዘንድ : ነው ። እግዚአብሔርን : በመፍራት : እንደታየው : ይፍረድ ።

፳፻፱፩ በስ : ፹፯፣ እንዲሁ : እንኳ : ቢሞት : ገንዘቡን : ለቤተ : ክርስቲያን : እንዲሰጡ : ቢያዝዝም : ገንዘቡ : ወርቅ : ወይም : ልብስ : ወይም : ብረት : ወይም : እዘል : ቢሆን : የኤጲስቆጶስ : ሹም : ወይም : የቤተ : ክርስቲያን : ቄስ : (ገንዘብ) : ይቀበል ። ምንም : የንጉሥ : ግብር : ወይም : እሥራት : ያለበት : ቢሆን : እይቀበሉት : ቤተ : ክርስቲያን : ከግዛት : በታች : ልትሆን : እይገባምና ።

፳፻፱፪ ሁለተኛ : ክፍል : ወደ : ቤተ : ክርስቲያን : በሚገባውና : ክርሶም : በሚመጣው : ገንዘብ : ላይ : ሹም : ይሹሙ : ዘንድ : ለሕመምተኞቹና : ለእንግዶቹ : ቦታ : ይለዩ : ዘንድ : እገልጋዮችም : ይሹሙላቸው : ዘንድ ። ኒቅያ : ፳፻፲፭፣ ለቤተ : ክርስቲያን : ሁሉ : ጠባቂ : ዳግመኛም : የሚወጣውንና : የሚገባውን : ገንዘብ : ይቆጣጠሩ : ዘንድ : ሹሞች : ይሹሙ ። ክእነሱ : ወገን ለመጠበቅ : ከሹሟቸው : ወገን : ለእያንዳንዱ : ይለይ ። በሚገባ : በእግዚአብሔር : እጋዥነት : ይሹሙ : ዘንድ ። እንዲሁ : እንኳ : የኔታውን : ወርቅ : በቀበረ : ነግዶ : አንድ : ወይም : እም

አንቀጽ : ፺፮ ።

ነገደ : ቦቱ : ወኢያርብን : ፩ደ : አው : ጅተ ።

፺፻፷፫ ዘፎወጅቱ : ወይፍልጡ : ስለናግድ : ወስነዳያን : ወለድወያን : ማኅደረ : በኩሉ : አህጉር : ወለ ይኅረይ : ኤጲስቆጶስ : መነኮሰ : ፈላሴ : ዘር ኑቅ : ብሔሩ : ወሠናይ : ግእዘ : ወያመግብዎ : ይአተ : ሰዐደ : ወኢያርኅቅ : እምነ : ሀገር : ወይንሣእ : ቤተ : ዘይበውአ : ቦቱ : ወያሱተ ዳሉ : ውሱቲቲ : ዓራታተ : ወመንጸፋተ : ወኩሎ : ዘይትፈቀድ : ለድዉያን : ወስነዳያን : ስፋሐ ። ወለእመ : ኮነ : ንዋየ : ቤተ : ከርስቲያን : ውኑደ : ያሱተጋብእ : ሎሙ : ሲሳየ : እም እመናን : በኩሉ : ጊዜ : እምኩሉ : ስብእ : በእ ምጣነ : ክሂሎቶሙ : በእነተ : ዝነቲ : ይሠ ረይ : ኃጢአት : ብዙን : ወይዘውን : ቀርባን : ለእግዚአብሔር :

፺፻፷፬ ዘፎወጅቱ : ወይኅረዩ : ስብእ : ብሔር : በኩሉ : መካነ : ፩ደ : ብእሴ : ባሕታዌ : ፍሎጠ : እምሕዝብ : ፀቦቱ : ልሳን : ጥዕጠዕ : ወዘፍ ኖቲ : ርቲፅ : ወይፍልጡ : ሎቲ : በዓተ : ኅበ : ቤተ : ከርስቲያን : አው : ኅበ : አብያተ : ድዉያን : ከመ : ይኅድር : ውሱቲቲ : ወይኩን : ንዋ የሙ : ዕቁበ : በኅቤሁ ።

፺፻፷፭ ለአናግድሰ : ወለድወያን : ይኩን : ሊቀ : ሎሙ ዘይዋሕዮሙ : ወየሐውጸሙ : ካዕበ : ለሙቀ ሓን : እምክርስቲያን : ርቲፅ : ወኢያትዘበር : ግብረ : ካልእ : ዘእንበለ : አሉ : ዘይፈቅዱ : ወይኅሥሥ : ሎሙ : እምእመናን : ወምእመ ናት : እደው : ወእንሰት : ወስዘይፈቅድ : ከመ : ይትሐበይዎ : ለይትሐበዮ : አው : ይኅሥሥ : ሎቲ : ዘይትሐበዮ ። ወለዘሰ : ኮነ : ሀቢየ : አበ ሳሁ : ወኢረከበ : ፍኖተ : ለአድኅኖቱ : ወለፈ ቲሐቲ : ያሱተሐምም : ሎቲ : መብልዐ : ወል ብሰ ። ወለእመ : ኅጥእ : ፩ዱ : እምእመናን : ዘይፈደቶ : ወለእመ : ኢተክሀሎ : እምካልእን : የሀብ : እምዘሎቲ ።

፺፻፷፮ ዘፎ : ወለእመ : ኅረይዎ : ሕዝብ : ለብእሴ : ትሩፍ : ይኩን : መጋቤ : ለድዉያን : ወኢተሠ ጥወ : በአንተ : ዘይፈቅዱ : እምኔሁ : ይትከላእ እምተሳትፎተ : ጉባኤ : ወኢይከውኖ : ለ፩ዱኒ : ከመ : ይሣሙ : ዘላዕሊሁ : መጋቤ : እስከ :

በምጽዋት : ገንዘብ : ስለሚሾም

ስት : ባላተረፈ : በሰንፍ : ባሪያ : እምሳል : አይ ሁን ። (ግቲ : ጽፎ : ጽፎ - ሕ) ።

፺፻፷፫ ፎጅ : በዐገሩ : ሁሉ : ለእንግዶቹ : ለድሆቹ : ለሕመምተኞቹ : ማይሪያ : ይለዩ : ኤጲስቆጶስ ሰም : ጠባዩ : ያማረውን : አገሩ : እሩቅ : የሆ ነውን : ስደተኛውን : መነኮሴ : ይምረኖ ። በዘያችም : ቦታ : ይሹመው ። ከአገሩ : አይለይ : የሚኖርበትም : ቤት : ይቀበል : በውስጡም : አልጋዎችንና : ምንጣፎችን : ለሕመምተኞችና : ለድሆች : የሚያስፈልገውን : ሁሉ : በስ ፊው : ያዘጋጅ ። የቤተ : ከርስቲያን : ገንዘብ : ጥቂት : ቢሆን : ዘውትር : ከሰው : ሁሉ : እንደ ችሎታቸው : መጠን : የምእመናንን : ምግብ : ይሰብሰብላቸው ። ስለዚህ : ብዙ : ኃጢአት : ይሠረያል : ለእግዚአብሔርም : መሥዋዕት : ይሰናል ።

፺፻፷፬ ጃ፬ : የአገሩ : ሰዎች : በቦታው : ሁሉ : ሥራው : የቀና : ልዝብ : አንደበት : ያለውን : ከሕዝቡ : የተለየውን : አንዱን : መነኮሴ : ይሹሙ ። ከቤተ : ከርስቲያን : ወይም : ከድሆች : ቤት : አጠገብ : ቦታ : ይለዩለት ። በውስጡ : ያድር ቤት : ዘንድ : ገንዘባቸውም : በአሱ : የተጠ በቀ : ይሆን : ዘንድ ።

፺፻፷፭ ለእንግዶችና : ለሕመምተኞች : ግን : የሚያስ ተዳድራቸው : አስቃ : ይሁንላቸው ። ዳግመ ጅም : ከክርስቲያን : ወገን : በቀኖች : ሃይማ ኖት : የታሠሩትን : ይጎብኛቸው ። እነዚህ : ከሚሹት : በቀር : ሌላ : ሥራ : አይሥራ ። ከወ ንዶችና : ከሴቶች : ምእመናንም : ወገን : ይፈ ልግላቸው : ሊዋሱት : የሚወደውን : ሰው : ዋስ : ይሁነው ። ወይም : የሚዋሰው : ሰው : ይፈልግለት ። በደሉ : ታላቅ : ቢሆን : ግን : እርሱን : ለማዳንና : ለማስፈታት : መን ገድ : ባያገኝ : ምግቡንና : ልብሱን : ያሰብለት ። ከምእመናን : ወገን : አንዱ : የሚከፍለው : ቢያጣ : ከሌሎችም : ለማግኘት : ባይቻለው : ካለው : ይሰጥ ።

፺፻፷፮ ፎ : ሕዝቡ : ለሕመምተኞቹ : ሹም : ይሆን : ዘንድ : ፍጹሙን : ሰው : በመርጡት : ከእርሱ : የሚሹትን : ባይወድ : ከማሳበሩ : አንድነት : ይለይ ። እስኪሞት : ድረስ : ወይም : ከሹመቱ : የሚሻርበት : በይል : እስኪገኝበት : ድረስ :

አንቀጽ : ፲፮ ።

እመ : ያመውት : እው : እመ : እበስ : ዘይደሉ : ባቲ : ዐእት : እመዓርገሁ : ወሰዝንተስ : ያውግ ዝዎ : ወይደሉ : ሎቲ : ምግብና : ውእቲኒ : ለእመ : ደክመ : የሀቦ : ኤዲስቆዳስ : መጋቤ : ካልእ ።

፳፻፷፯ በደስ : ዘጽወኛቲ : ወእስክ : ንዋየ : ልሕነት : በእንተ : መፍቀደ : ድወያን : የሀቦ : ኤዲስቆ ዳስ : ለመጋቢ ።

፳፻፷፰ ከፍል : ግልስ : በእንተ : ክፊለ : ምጽዋት : ወውእቲ : ኅበ : ቪቲ : እክፋል : ቀዳማዊ : ረስጣ : ሃ : ነሉ : ዓሥራት : ለካህናት : ውእቲ : ወአጋእዝተ : ምጽዋት ።

፳፻፷፱ ወዳግምኒ : እምኔሁ : በኮር : እንተ : ደእቲ : ቀዳምያት : ደእቲ : ለካህናት : ለባሕተቶሙ : ወሰእለ : ደትለእክዎሙ ።

፳፻፸ፀ ዘፃ : ወኤዲስቆዳስ : ይንግእ : ኪያሃ : ወደባ ርክ : ላዕሌሆሙ : ወደዝክር : ስም : ለዘእም ጽእ : ሎቲ : በኮር : ወይበል : ንእነተክ : እ : እግዚእ : እስመ : እንተ : እዘዝካ : ለምድር : ከመ : ተሀብ : ነሉ : ፍሬያተ : ኅበ : መልዕ ልት : ትፍሥሕተ : ወሲሳየ : ለክሉ : እንሰ : እመሕያው : ወሰኩሉ : እንሰሳት ። ወሰከ : ናቄ ርብ : ቅድመ : በኮር : ፍሬያት : ዛቲ : እንተ : ወሀብከነ : ኪያሃ : ከመ : ንሌስዶ : እምኔሃ ።

፳፻፸፩ ወዛቲ : ደእቲ : ፍሬያት : እንተ : ደባርኩ : ላዕ ሌሃ : ወደን : ወበሰስ : ወሮማን : ወዘይት : ወኮል : ወኩኮሕ : ወተፋሕ : ወእልቀራስያ : ወእይባርኩ : ላዕስ : ሰግላ : ወእላዕለ : በጸል : ወእላዕለ : ተማ : ወእላዕለ : እልቀታ : ወሐም ሐም : ወላዕለ : ነሉ : ዘመደ : በቀላት : ወያ ብኡ : ካዕበ : ጽጌረዳ : ወካልእንሰ : እያብኡ : ወክሉ : ግብረ : ዘይትበላዕ : ደብልዑ : ወያእ ነትዎ : ለእግዚእብሔር : ወየሀቡ : ስብሐተ : ሎቲ ።

፳፻፸፪ ወግልስኒ : ዘጽወጅዱ : ድስት : ጅቲ : ወለዘተ ርፈ : እምሥጢራት : ዘኢያዕረግዎ : ይክፍ ልዎ : ዲያቆናት : በምክረ : ኤዲስቆዳስ : እው : ቀሲስ : ወየሀብዎ : ለኤዲስቆዳስ : ቅተ : ክፍለ : ወሰቀሳውስት : ቪተ : ክፍለ : ወሰዲያቆናት : ቺተ : ክፍለ ። ወለካልእንሰ : እምሳለ : ንፍቀ : ዲያቆናት : ወእናጉንስጢስ : ወመዘምራን : ወለ ዲያቆናውያት : እንስት : የሃብዎሙ : ለክሉ : ሰሰጅዱ : እምኔሆሙ : በበጅዱ : ክፍል ። ወዝ

በምጽዋት : ገንዘብ : ስለሚሾም ።

ለእንዱስ : እንኳ : በላዩ : ላዶ : ሹም : ይሸሙ : ዘንድ : እይገባም ። እርሱን : ግን : ነውር : ቢያገ ኙብት : ያውግዙት : ነውር : ከሌለበትም : በሹ መቲ : ይጽና ። እርሱም : ቢያክም : ኤዲስቆ ዳሱ : ሌላ : ሹም : ይሹምለት ።

፳፻፸፫ በደስ : ጸጅ : ለድወያን : የሚያሻቸውን : እስክ : ሸክላ : ዕቃ : ድረስ : ኤዲስቆዳሱ : ለሹሙ : ይስ ጠው ።

፳፻፸፬ ሦስተኛው : ከፍል : ምጽዋትን : ስለመክፈል : ይናገራል ። ይኸውም : ከሦስት : ይከፈላል : መጀመሪያው : ረስጣ : ሃ : እሥራት : ሁሉ : ለካህናት : ነው : የምጽዋት : ጌቶች : ናቸውና ።

፳፻፸፭ ሁለተኛው : ከእርሱ : በኮር : ይህቸውም : መጀመሪያይቲ : ለካህናትና : ለሚያገለግሏ ቸውም : ብቻ : ናት ።

፳፻፸፬ ሃ : ኤዲስቆዳሱም : እርሷን : ተቀብሎ : ደባር ካቸው : በኮራቲን : ያመጣለትን : ሰው : ስም : ደጥራ ። እቤቱ : እናመስግንሃለን : ይበል : ወደላይ : ደስታን : የሚሆን : የሰው : ሁሉና : የእንሰሳትም : ሁሉ : ምግብ : የሚሆን : ፍሬን : ትስጥ : ዘንድ : እንተ : ምድርን : እዝዘካታ ልና ። እስቀድመን : የፍሬዶቲን : መጀመሪያ : እናቀርብልሃለን ። ይህቸውም : ከእርሷ : እን መገብ : ዘንድ : እርሷን : የሰጠኸን : ናት ።

፳፻፸፭ ቡራኬ : ሊያደርጉባት : የምትገባ : ፍሬ : ይህች : ናት : ወደን : በለስ : ሮማን : ዘይት : እንኮይ : ኮክ : ሙዝ : ሸቱ : በሾላ : በቀይ : ሸንኮርት : በነጭ : ሸንኮርት : በዱባና : በቅል : እነዚህን : በመሳሰሉት : እትክልት : ሁሉ : ላይ : እይጸ ልዩ ። ዳግመኛም : ጽጌረዳ : ያግቡ ። ሌሎችን : ግን : እያግቡ ። የሚበላውን : ምግብ : ሁሉ : ይብሉ : እግዚእብሔርንም : ያመስግኑት : ለእ ርሱም : ምስጋና : ይስጡ ።

፳፻፸፮ ሦስተኛውም : ጽፏ : ድስቅ : ጅ : ከመሥዋዕት : የተረፈውን : ያልሠጧትን : ግን : ዲያቆናት : በኤዲስቆዳሱ : ወይም : በቄሱ : ፈቃድ : ይክ ፈሉት ። ለኤዲስቆዳሱ : እራት : ዕጣ : ስቀሳው ስት : ሦስት : ዕጣ : ለዲያቆናት : ሁለት : ዕጣ : ይስጧቸው ። ለሌሎች : ግን : ንፍተ : ዲያቆን : እናጉንስጢስ : መዘምራን : ሌቶች : ዲያቆና ውያት : ለመሰሉት : ሁሉ : ከእነርሱ : ወገን : ለእያንዳንዱ : ሁሉ : እንዳንድ : ዕጣ : ይስጡ

አንቀጽ : ፲፰ ።

ንቱ : ሠናይ : ውእቱ : ወውኩፍ : ቅድመ : አግ
ዚአብሔር : ከመ : ያከብርዎ : ለኩሉ : ለለጅዱ :
በበሥርዓቱ ።

ሰለ : ዓሥራት ።

ቸው ። ይህ ። መልካም ። ነው ። አግዚአብሔርም ።
የሚቀበለው ። ነው ። ሁሉን ። ለእያንዳንዱ ።
በመዓርጉ ። ያከብሩት ። ዘንድ ።

አንቀጽ : ፲፱፻፲፱ ።

በእንተ : ዓሥራት : ወበኩራት : ወብዕዓታት :
ወጉልታት ።

፳፻፸፫ ወዝንቱ : ይትከፈል : ኅበ : ጀቱ : ክፍል :
ቀዳሚ : በእንተ : ዘተርፈ : ነገር : እምዓሥ
ራት : ወበኩራት ። ወክፍል : ዳግማዊ : በእ
ንተ : ብዕዓታት : ወጉልታት : ወዝንተኒ : አም
ጉልቁ : ምጽዋታት : ክሡታት ።

፳፻፸፬ ቀዳማዊ : ይዘ : እግዚአብሔር : ትሃ : ዘህቱ :
ሀቡ : ዓሥራተ : እምኩሉ : እክላቲክሙ : ወአ
ዝርእተክሙ : ወእምኩሉ : ዘታራሪ : ምድር :
ከሙ : ለለዓመት ። ወበወንጌልኒ : ይዘ : “ሀቡ
ዘእግዚአብሔር : ለእግዚአብሔር : ወዘቄሣር :
ለቄሣር : ወእርአየ : በዝንቱ : ተዛልፎቶሙ :
ለፈሪሳውያን ። በእንተ : ዘነደጉ : ፍትሐ : ወም
ሕረተ ። ወሃይማኖተ : ወይዘሎሙ : ርተዕ :
ትግበሩ : ዘንተ : ወእትጎድጉ : ዝከተኒ ።

፳፻፸፭ ድሰቅ : ዘኔቱ : ወይደልዎ : ለዘይሀመድ : ለመ
ልእክተ : ቤተ : ክርስቲያን : ከመ : ይንሣለ :
እምኔሃ : ኩሎ : መፍቅዶ : ከመ : ካህናት : ወሌ
ዋውያን : ወላእካን : እግዚአብሔር : በከመ :
ጽሑፍ : በመጽሐፈ : ጉልቁ : በእንቀ : ካህ
ናት : ይዘሎ : እግዚአብሔር : ለእርን : አ
ንተ : ወደቀቅከ : ወአዝማዲክ : ዘትነሥኡ :
ሀብተ : ዘትትወሀብ : ለእግዚአብሔር : በእ
ንተ : ከህነትክሙ : ወሄምኩክሙ : ከመ : ትዕ
ተቡ : መባእ : ዘይበዕለዎ : ሊተ : ይቂተ : እሰ
ራኤል : ወሀብኩክ : ለክ : ወለደቂቅክ : ከማክ :
ለፍሥሓ ። ወነሊፎ : ንሰቲተ : ይዘ : ካዕበ :
እሰመ : ኩሎ : በኩሪ : ዘይት : ወበኩሪ : ወይን :
ወፍሪ : እክል : ወኩሎ : ዘይሀብዎ : ለእግዚአ
ብሔር : ፍሁ : ረሰይኩ : ለክ : ወኩሎ : ፍሪ :
ዘተደመ : መጠውኩክ : ወኩሎ : ዘሕሩም :
ወኩሎ : በኩር : እምሰብእ : ወእንሰሳ : ለክ :
ይኩን : ዘሕሩምኒ : ወዘብውሕኒ ።

አንቀጽ : ፲፰ ።

ሰለአሥራት : ሰለበኩራት : ሰለብዕዓቶች : ሰለ
ጉልቶች ።

፳፻፸፫ ይኸውም : ከሁለት : ከፍል : ይከፈላል ። መጀ
መሪያው : ከአሥራትና : ከበኩራት : ሰለቀረው
ነገር : ሁለተኛው : ከፍል : ሰለብዕዓቶች : ሰለጉ
ልቶች : ይኸውም : ከታወቁ : ምጽዋቶች :
ቁጥር : ነው ።

፳፻፸፬ መጀመሪያ : እግዚአብሔር : አለ ። ትሃ ። ፱ ።
ከእህላችሁና : ከአትክልታችሁ : ሁሉ : በየዓ
መቱ : ምድራችሁ : ከምታፈራው : ሁሉ : አሥ
ራት ሰጡ ። (ዘዳግ : ፲፱ ። ፳፪) ። በወንጌልም ።
የእግዚአብሔርን ። ለእግዚአብሔር : የቄሣርን ።
ለቄሣር : ሰጡ ። አለ ። ፍርድን ። ቸርነትን ። ሃይ
ማኖትን ። ሰለተዉ : በዚህ ። ፈሪሳውያንን ። እን
ደዘለፋቸው ። አሳየ ። ይህንን ። ልታደርጉ ። ይገ
ባል ። ያነንም ። እትተው ። አላቸው ። (ማቴ ። ፳፪ ።
፲፰ - ፳፪) ።

፳፻፸፭ ድሰቅ : ኔ : ቤተ : ክርስቲያንን ። ለማገልገል ።
ለሚተጋ ። ሰው : የሚሻውን ። ሁሉ ። ከእርሷ ።
መቀበል ። ይገባዋል ። አንድ ። ካህናት ። አንድ ።
ሌዋውያን ። እንደ ። እግዚአብሔር ። አገልጋዮች
ሰለካህናት ። በኦሪት ። ዘጉልቁ ። አንድተጻፈ ።
እግዚአብሔር ። እርንን ። አንተና ። ልጆችህ ።
ዘመዶችህ ። ለእግዚአብሔር ። የምትሰጠውን ።
ሀብት ። የምትቀበሉ ። ሰለከህነታቸው ። ነው ።
አለው ። የእሥራኤል ። ልጆች ። የሚሳሉልኝን ።
መባእ ። ትጠብቁ ። ዘንድ ። ሸምኋችሁ ። ለደሰ
ታም ። ይሆንልህ ። ዘንድ ። ለአንተ ። እንደአን
ተም ። ለልጆችህ ። ሰጠሁህ ። (ዘጉ : ፲፰ ። ፰) ።
ጥቂትም ። አልፎ ። ሁለተኛ ። እንዲህ ። አለ ። የዘ
ይተን ። የወይኑንና ። የእህሉን ። ፍሬ ። መጀመ
ሪያ ። ሁሉና ። ለእግዚአብሔርም ። የሚሰጡትን ።
ሁሉ ። እነሆ ። ለእንተ ። አድርጌልሃለሁና ። የቀ
ደመውን ። ፍሬ ። ሁሉ ። ሰጠሁህ ። የማይበላው።
ሁሉ ። ከሰው ። ከእንሰሳ ። ወገን ። በኩር ። የሆ
ነው ። ሁሉ ። የሚበላውም ። የማይበላውም ። ለአ

፪፻፸፮ በደስ ፡ ሰውጽቴ ፡ ወበተረ ፡ ፍራያተ ፡ ምድርጌ ፡
 እምዘሀለም ፡ ሎቲ ፡ ለደሰድ ፡ ኅበ ፡ ቤተ ፡ ክርስ
 ቲያን ፡ ወቀዳምያተ ፡ ብዕዓታተዮሙ ፡ ወቀዳ
 ምያተ ፡ ምክያዳተዮሙ ፡ ወቀዳምያተ ፡ ዘደት ፡
 ወመዓር ፡ ወሐሊብ ፡ ወፀምር ፡ ወቀዳምያተ ፡
 ዓሰበ ፡ ግብረ ፡ እደዋዮሙ ፡ ዘንተ ፡ ነሎ ፡ ያም
 ጽኦ ፡ ኅበ ፡ ኤሊስቆጶስ ፡ ወቀዳምያተ ፡ ፍራ ፡
 ዘዕፀዋተዮሙ ። ወካነንጌ ፡ ዘደትዌከፍ ፡ ኪያሃ ፡
 ያእነቶ ፡ ለእግዚአብሔር ፡ በእንቲእሃ ፡ ቅድመ
 በእፍላ ፡ እምነ ፡ መንግሥት ፡ እንዘ ፡ ሀለዉ ፡
 ቅዱማን ፡ እለ ፡ እምጽእዋ ።

፪፻፸፯ ወዳግም ፡ እስመ ፡ ብዕዓትስ ፡ በውሱተ ፡ ሕግ ፡
 ኪዳን ፡ ውእቲ ፡ ዘተነዩደ ፡ ብእሲ ፡ ምስለ ፡
 ረግሪሁ ፡ ለፈጽሞ ፡ ትሩፋት ፡ በርእሱ ፡ እው ፡
 በደቂቁ ፡ እው ፡ በንዋዩ ፡ ለአጥርዮ ፡ ኅሠሣ ፡
 ሠናይ ፡ እምነቤሁ ፡ ለልዑል ፡ ሎቲ ፡ ስብ
 ሐት ። ወደትናዢ ፡ በሕሊናሁ ፡ ወያቅም ፡
 ቃላተ ፡ ማእከሉ ፡ ወማእከለ ፡ ነፍሱ ፡ እው ፡
 ለእመ ፡ ኮነ ፡ ስምዐ ፡ ላዕሌሁ ፡ ዘለሊሁ ፡ ደፈ
 ቅዶ ፡ ከመ ፡ ውእቲ ፡ ደፈጽሞ ብዕዓቶ ፡ ጊዜ ፡
 አጥርዮ ፡ ኅሠሣሁ ፡ እምሣነ ፡ ሀለዉ ፡ ኅሠሣ ፡
 ዚእሁ ። ወባሕቲ ፡ ደከውን ፡ በምንከንያተ ፡
 ተንብሎቲ ፡ ለሰማዕት ፡ እው ፡ ለጸደቅ ፡ እው ፡
 ዘእንበለ ፡ ተመክሮተ ፡ እሉ ።

፪፻፸፮ ወናሁ ፡ እቅደምን ፡ ነገረ ፡ በእንተ ፡ ብዕዓት ፡
 እምንዋይ ፡ ወበእንተ ፡ ዘደብዕዕስ ፡ በርእሱ ፡
 ዘከመ ፡ ደበዕዕ ፡ ጸመ ፡ ወጸሎተ ፡ እው ፡ ድን
 ግልና ፡ ወምንከስና ፡ እው ፡ ተግላሃ ፡ እምዕል
 መታተሁ ፡ ወዝንቲ ፡ በእንተ ፡ ድኅን ፡ እምእ
 ኮይ ፡ እው ፡ ለአጥርዮ ፡ ሠናይ ፡ ወእመ ፡ እኮ ፡
 በተሐዝቦ ፡ ዘከመ ፡ ግብራተ ፡ ዓለም ፡ እው ፡
 እማናዊ ፡ ከመ ፡ ግብር ፡ ዘደጋሪ ።

፪፻፸፱ ወበዓዕጌ ፡ ወልደ ፡ ትጋ ፡ ጽወዮቲ ፡ መጅ ፡ የወ
 ጅቲ ፡ ወበበዕዕ ፡ ለእግዚአብሔር ፡ ወለቤተ ፡
 መቅደስ ፡ ተባዕተ ፡ እው ፡ እንስተ ፡ እምደ
 ቂቲ ፡ ደቤ ፡ እግዚአብሔር ፡ እመፀ ፡ ብእሲ ፡
 ዘበዕዕ ፡ ብዕዓተ ፡ ግሌጠ ፡ ነፍሰስ ፡ ለእግዚአብ
 ሔር ፡ ወደኩን ተባዕት ፡ እምወልደ ፡ ጽ ፡
 ዓመት ፡ እስከ ፡ ጅ ፡ ዓመት ፡ ሄ ፡ ሰቅል ፡ እምነ ፡
 ብሩር ፡ በሰቅለ ፡ ቤተ ፡ መቅደስ ፡ ወግሌጠ ፡ እን
 ስት ፡ ማ ፡ ሰቅል ፡ ወለእመ ፡ ኮነ ፡ እመጠነ ፡

ንተ ፡ ደሁን ። (ዘጉ ፡ ፲፮ ፡ ፲፪ - ፲፮) ።

፪፻፸፯ በደስ ፡ ማጽ ፡ ከአለው ፡ ወገን ፡ የምድርን ፡ ፍራ
 ያት ፡ መጀመሪያ ፡ ወደቤተ ፡ ክርስቲያን ፡ መው
 ሰድ ፡ ደገባዋል ፡ የብዕዓታትውን ፡ መጀመሪያና
 የወያኑን ፡ ጭማቂ ፡ የዘያቲንና ፡ የወተቲን ፡
 የግምጃውን ፡ የእጃቸውን ፡ ሥራ ፡ ዋጋ ፡ መጀ
 መሪያ ፡ ይህን ፡ ሁሉ ፡ ወደ ፡ ኤሊስቆጶስ ፡ ያምጡ
 ከእትከልቶቻቸውም ፡ የፍራውን ፡ መጀመሪያ ።
 እርሷን ፡ የሚቀበለው ፡ ካህንም ፡ ያመጧት ፡
 ሰዎች ፡ ቁመው ፡ ሳሉ ፡ ከመጋረጃው ፡ ውጭ ፡
 ሁኖ ፡ ስለእርሷ ፡ እስቀድሞ ፡ እግዚአብሔርን ፡
 ያመስግነው ።

፪፻፸፰ ዳግመኛም ፡ ብዕዓትስ ፡ ሰው ፡ በራሱ ፡ ወይም ፡
 በልጁ ፡ ወይም ፡ በገንዘቡ ፡ ስዕለቱን ፡ ለመፈ
 ጸም ፡ በሕግ ፡ ከፈጣሪው ፡ ጋር ፡ የገባው ፡ ቃል
 ኪዳን ፡ ነው ፡ እኮ ። ከብር ፡ ምስጋና ፡ ደግሞ
 ውና ፡ ከልዑል ፡ ዘንድ ፡ በጎ ፡ ፍላጎትን ፡ ለማግ
 ኘት ። በእሳቡ ፡ ደናገረው ፡ በእግዚአብሔርና ፡
 በራሱ ፡ መካከል ፡ ቃሉን ፡ ያወሰን ፡ ወይም ፡
 የሚሻውን ፡ ነገር ፡ ባገኘ ፡ ጊዜ ፡ ስዕለቱን ፡ ያፈ
 ጸም ፡ ዘንድ ፡ የሚወደው ፡ ምስክር ፡ ቢሆነው ፡
 እርሱ ፡ የሚሻው ፡ እለና ። ነገር ፡ ግን ፡ በሰማ
 ዕቱ ፡ እማላጅነት ፡ ወይም ፡ በጸድቁ ፡ እማላጅ
 ነት ፡ ወይም ፡ ያለእነዚህ ፡ እማላጅነት ፡ ይሆ
 ናል ።

፪፻፸፱ እነሆ ፡ ከገንዘብ ፡ ወገን ፡ ስለብዕዓት ፡ መናገ
 ሮን ፡ እስቀደምን ። ስለራሱ ፡ የሚሳለው ፡ ስዕ
 ለት ፡ ግን ፡ እጸማለሁ ፡ እጸልያለሁ ፡ ወይም ፡
 በድንግልና ፡ በምንከስና ፡ እኖራለሁ ፡ ወይም ፡
 ከክፉ ፡ ነገር ፡ እርቃለሁ ፡ ብሎ ፡ የሚሳለው ፡
 ስዕለት ፡ ነው ። ይኸውም ፡ ከክፉ ፡ ለመዳን ፡
 ወይም ፡ በጎ ፡ ነገርን ፡ ለማግኘት ፡ ነው ። ይህም
 ባይሆን ፡ እንደ ፡ ዓለም ፡ ሥራዎች ፡ በመጠራ
 ጠር ፡ ወይም ፡ እንደጌላኛው ፡ ሥራ ፡ በማመን።

፪፻፸፱ ልጅንም ፡ መሳል ፡ ትጋ ፡ ጽጅ ፡ መጅ ፡ የጅ ፡
 ከልጆቹ ፡ ውስጥ ፡ ወንዱን ፡ ወይም ፡ ሴትዋን ፡
 ለእግዚአብሔርና ፡ ለቤተ ፡ መቅደስ ፡ አገልግ
 ሎት ፡ እሰማለሁ ፡ ብሎ ፡ የተሳለ ፡ ሰው ፡ ቢኖር ፡
 እግዚአብሔር ፡ እንዲህ ፡ እለ ፡ ለእግዚአብሔር ፡
 የነፍስ ፡ ዋጋ ፡ የሚሆን ፡ ስዕለትን ፡ የተሳለ ፡
 ሰው ፡ ቢኖር ፡ ከካይ ፡ ዓመት ፡ ጀምሮ ፡ እስከ ፡
 ስላ ፡ ዓመት ፡ ድረስ ፡ ያለ ፡ ወንድ ፡ ልጅ ፡ ዋጋ ፡
 በቤተ ፡ መቅደሱ ፡ ማሳን ፡ ከብር ፡ ወገን ፡ ሄ

ጅቱ : ዓመት : እስከ : ወልደ : ጅ : ዓመት : ለደ
 ኩን : ሜጠ : ተባዕት : ጅ : ሰቅል : ወሜጠ :
 አንሰት : ፲ወጀቱ : ሰቅል = ወለእመ : ኮን :
 ወልደ : ጅዱ : ወርኅ : እስከ : ወልደ : ጅቱ :
 ዓመት : ደኩን : ሜጠ : ተባዕት : ጅቱ : ሰቅለ :
 ብሩር : ወሜጠ : እንሰት : ቹቱ : ሰቅለ : ብሩር =
 ወለእመ : ኮን : እምወልደ : ጅ : ዓመት : ወዘይት
 ሌዓል : እምኔሁ : ደኩን : ሜጠ : ተባዕት : ፲ወ
 ጅቱ : ሰቅለ : ብሩር : ወሜጠ : እንሰት : ፲ቱ :
 ሰቅል ።

፺፻፳ ወለእመ : ኮን : ዘበዕዕ : ነጻዩ : ዘእይክል :
 ላዕለ : ዝንቱ : ሢጥ : ወዳእመ : በዕዕ :
 ዘንተ : በገይ : ምንዳቤሁ : ለደሐር : ኅበ :
 ኤዲስቆጶስ : አው : ኅበ : ቀሲስ : ከመ : ያቅም :
 ላዕሌሁ : ሜጠ : ዘከመ : የእምሩ : እምግብሩ ።

፺፻፳፩ ወለእመ : ኮን : ዘበዕዕ : እምነ : እብዕልት :
 ዘቦቱ : መራዕይ : ወነሱ : እንሰላ : ወፈቀደ :
 እግዚእ : ከመ : ይቤዝም : በሜጥ : ድልው :
 ለካህን : ከመ : ያቅም : ሜጠ : ንዋይ : በፍር
 ሃተ : እግዚእብሔር : ልዑል : ወኢያድሱ :
 ለገጸ : ቤተ : ክርስቲያን : እስመ : እግዚእብ
 ብሔር : ባዕል : ውኣቱ : ወያብዕሎሙ : ለእለ :
 ያመልከም : ወውኣቱ : ይሁቦሙ : ወርቀ : ወብ
 ፋረ : ወመራዕዩ : ወምድረ : ወነሱ : ዘውስ
 ቴታ : ወኢያጽንን : ካህን : ኅዘ : ብእሲ : ዘበ
 ዕዕ : ወኢያፍራህ : እምኔሁ : ወኢያቅልል :
 ላዕሌሁ : ወባሕቱ : ይኩን : ነሱ : መጥኖትዘ :
 ሜጠ : በሰቅለ : ቤተ : መቅደስ : ወሰቅልስ :
 ጅዱ : ጅ : እቦሊ : ውኣቱ : ወበዘከመዝ : እም
 ሳል : ይደሉ : ከመ : ይትመጠን : ነሱ : ብዕዕ
 ታት ።

፺፻፳፪ ትዳ : ዘ፲ወቹቱ : መጅ : ዘጀት : ወእመቦ : ብዕ
 ዓት : ዘበግዕክምም : ለእግዚእብሔር : እግዚእ
 ከመ : ኢትትዐወሩ : ወኢትትዐዘዩ : ለፈጽ
 ሞቱ : ከመ : እይኩን : ላዕሌከመ : ኃጢአት :
 በእንቲአሁ : እስመ : እግዚእብሔር : ይትን
 ሠሃ : እምኔከመ : ወለእመስ : ኢትፈቅሩ :
 ከመ : ትብዕዑ : እልቦ : ኃጢአት : ላዕሌከመ :
 ወዘወዕእሲ : እምእፋከመ : ግበሩ : ወፈጸሙ :
 በከመ : በግዕከመ : ለእግዚእብሔር : እግዚእ
 ከመ : ወዘመተርከመ : በቃለ : እፋከመ ።

፺፻፳፫ ትዳ : ወብእሲ : ሶበ : ዘዕዕ : ብዕዓተ : እው :
 መሐለ : መሐላ : ወእምዝ : ረሰዶ : ለነፍሱ : እም

ሰቅል : (ወቄት) : የሴት : ልጅም : ዋጋ : ጫ :
 ሰቅል : (ወቄት) : ይሁን : እለ ። ከእንድ : ወር :
 ጀምሮ : እስከ : እምሰት : ዓመት : ድረስ : ያለ :
 ልጅ : ቢሆን : የወንድ : ልጅ : ዋጋ : ጅ : ሰቅል :
 (ወቄት) : የሴቲቲም : ልጅ : ዋጋ : ቹ : የብር :
 ሰቅል : (ወቄት) : ይሁን ። ዘጅ : ዓመት : ልጅ :
 ጀምሮ : ከርሱም : የሚበልጥ : ቢሆን : የወንድ :
 ልጅ : ዋጋ : ፲ጅ : የብር : ሰቅል : (ወቄት) :
 የሴትም : ልጅ : ዋጋ : ፲ : የብር : (ወቄት) :
 ይሁን : እለ ። (ዘሌዋ : ጸ፯ : ፩ - ፮) ።

፺፻፳፯ የተሳለውን : ዋጋ : መክራል : የማይቻለው :
 ድን : ቢሆን : በመክራው : ጊዜ : ይዘን :
 ተሳለ : እንጂ : ችግሩን : እንደሚያውቁ :
 መጠን : ዋጋውን : ያቀሉለት : ዘንድ : ወይ :
 ኤዲስቆጶስ : ወይም : ወይቁሱ : ይሃይ ።

፺፻፳፱ የተሳለው : ሰው : መንጋ : ከብት : ሁሉ : ያለው
 ከባላጸጎች : ወገን : ቢሆን : ባለሴቲም : ዘዋጋ :
 ሊያስቀረው : ቢወድ : እግዚእብሔርን : በመፍ
 ራት : ካህኑ : የገንዘቡን : ዋጋ : መወሰን : ይገ
 ባዋል ። ለቤተክርስቲያን : አያድላ : እግዚእ
 ብሔር : ባለጸጋ : ነውና : የሚያመልኩትንም :
 ያከብራቸዋል : እርሱ : ወርቁንና : ብሩን :
 መንጋውን : በምድር : ውስጥ : ያለውን : ሁሉ :
 ይሰጣቸዋል ። ካህኑ : የተሳለውን : ሰው : ፈቱን
 እይመልስበት ። እርሱንም : ፈርቶ : እያቅል
 ለት ። ዋጋውን : ሁሉ : መገመትህ : በቤተ :
 መቅደስ : ሚዛን : ይሁን : እንጂ : እንዱ :
 ሚዛን : ግን : ጅ : እቦሊ : ነው : እንደዚህ :
 ባለ : መለኪያ : ስዕለቱ : ሁሉ : ሊመጠን : ይገ
 ባል ።

፺፻፳፻ ትዳ : ፲፫ : መጅ : ሃ : ለጌታችሁ : ለእግዚእብ
 ሔር : የተሳላችሁት : ስዕለት : ቢኖር : ቸል :
 እትቡሉ : ስለእርሱ : በእናንተ : ላይ : ኃጢ
 አት : እንዳይሆንባችሁ : ለመፈጸም : እትስ
 ነፋ : እግዚእብሔር : ከእናንተ : ይሻዋልና ።
 ልትላሉ : ባትወዱ : ግን : ኃጢአት : የለባች
 ሁም ! ከእፋችሁ : የወጣውን : ግን : ሥሩ : ለፈ
 ጣሪያችሁ : ለእግዚእብሔር : እንደተሳላችሁ
 ትም : እድርጋችሁ : ፈጽሙ ። በእንደበታች
 ሁም : ቆርጣችሁ : የተናገራችሁትን ።

፺፻፳፻፫ ትዳ : ሰው : ስዕለት : በሳል : ወይም : መሐላ :
 ቢምል : ሰውነቱን : የእግዚእብሔር : ገንዘብ :

አንቀጽ : ፲፮ :

በለ : ዓሥራት :

ንዋየ : እግዚአብሔር : አይትመዋጥ : እምቀሉ : መእድሳድግ : ዘመዕለ : እምእፋሁ :

፪፻፹፬

ወእመኒ : ብእሲት : በሶዕት : ብዕዓት : ለእግዚአብሔር : ወረሰዮታ : ለነፍሳ : ሕርምተ : ለእግዚአብሔር : እመ : ንእሳ : ወይእቲ : እንዘ : ሀለውት : በቤተ : እቡሃ : ወሶበ : ሰምዐ : አቡሃ : አይወልዋጥ : ባቲ : እስመ : ናሁ : ቆመ : ወይለው : ላዕሌሃ : ዘበዕዕት : ወረሰዮት : ላዕለ : ነፍሳ : እምሕርመት :

፪፻፹፭

ወለእመ : ወለጠ : ባቲ : አቡሃ : ወአብጠለ : ቃላ : በዕለተ : ሰምዐ : እይጸንዕ : ላዕሌሃ : ዘበዕዕት : ወእመተረት : ላዕለ : ነፍሳ : ለእግዚአብሔር : ወእግዚአብሔርኒ : አይትሐተታ : በዝንቱ : እስመ : አቡሃ : አብጠለ : ቃላ : መውእቱ : ሥሉጥ : ላዕሌሃ :

፪፻፹፮

ወእመሰ : ተወሰበት : ይትመዋጥ : ግብረ : ብዕዓታ : ኅበ : ምታ : እመ : ፈቀደ : ያብጥል : ወእመ : ፈቀደ : ያጸደቅ : ወለእመ : አክልእ : ምታ : ወተፀመመ : እምዝንቱ : በዕለት : ዘሰምዐ : ወናሁ : ደለው : ላዕሌሃ : ተሉ : ብዕዓት : እንተ : በሰዕት : ወእመሰ : ተፀመማ : በዕለተ : ሰምዐ : ወእሰርእ : እምደኅረ : ወእቱ : ዕለት : ኃጢአት : ትገብእ : ላዕሌሁ :

፪፻፹፯

ወብዕዓት : መዓሰብለ : ወኅደግት : ሶበ : በዕዓ : ወረሰዮ : ላዕለ : ነፍሶን : ወእቱ : ይደሉ : ላዕሌሆን :

፪፻፹፰

ወበእንተ : ነገር : ዘጉልት : ናሁ : ሥፍዕ : በእንቲአሁ : ላዕለ : ጌቱ : እክፋል : ቀዳማዊ : በእንተ : እቅምተ : ጉልት : ዳግማዊ : በእንተ : ዘይጉልትም : ወሣልሰሂ : በእንተ : ዘይጉልቶ። ወራብዕሂ : በእንተ : ዘይጉልቱ : ሎቱ : ወኃምሰሂ : በእንተ : ዘይሠዩም : ወበእንተ : ዘይከውን : ሰብእ : ዓይን : ላዕለ : ዘይሠዩም : ወሳድሰሂ : በእንተ : ፍጻሜ : ትእዛዛት :

፪፻፹፱

ጉልትለ : ይትከረል : ኅበ : ጌቱ : ሀብት : ወምጽዋት : ቀዳማዊ : ጉልቶ : ለዘእኮነ : ነዳዩ : በጊዜ : ይጉልቱ : ሎቱ : ዘከመ : ወልድ : ወዘመድ : ወበጽ : ወዝንቱ : ሀብት : ወእቱ : ዘይትፈቀድ : ሁቱ : በቀዓት : ለገበኑራን : ኅበ : ኅግሠ : ዘክር : ሠናዶ : በዝንቱ : ዓለም : ወፋድፋዴ : ሱጉት : በደኃረት : ዓለም :

፪፻፺

ዳግማዊሰ : ዘይጉልትም : ለጸኑሳን : ብወሕ :

ካደረጋት : በኋላ : ቃሉን : እይለውጥ : ከእፋም : የወጣውን : እይተው :

፪፻፺፩

ሴትም : ከትንሸነቷ : ጀምራ : ሰውነቷን : ለእግዚአብሔር : የተለየ : አድርጎ : ለእግዚአብሔር : ስዕለት : ብትሳል : ይህችውም : በአባቷ : ቤት : ሳለች : ነው : አባቷ : በሰማ : ጊዜ : ስዕለቷን : እያፍርሰባት : ከመለየት : ወገን : በሰውነቷ : ላይ : ያደረገችውን : የተሳለችውንም : መፈጸም : ይገባልና :

፪፻፺፪

እባቷ : ቢለውጥባት : በሰማም : ጊዜ : ቃሏን : ቢያፈርሰባት : በሰውነቷ : ለእግዚአብሔር : ቆርጣ : የተሳለችው : ስዕለት : በርሷ : ላይ : እይጸናም : በዚህም : እግዚአብሔር : አይፈርድባትም : እባቷ : ቃሏን : እፍርሰባታልና : እርሱም : በእርሷ : ላይ : ሥልጣን : እለውና :

፪፻፺፫

ብታገባ : ግን : የስዕለቷ : ሥራ : ወደባሏ : ይመለሳል : ሊያፈርስ : ቢወድ : ሊያጸናም : ቢወድ : በሰማበት : ቀን : ይህን : ችላ : ብሎ : ባይከለክላት : እነሆ : የተሳለችውን : ስዕለት : ሁሉ : መፈጸም : ይገባታል : በሰማበት : ቀን : ችላ : ቢላት : ግን : ከዚያ : ቀን : በኋላ : ቢያፈርሰባት : ኃጢአት : ወደርሱ : ትመለሳለች :

፪፻፺፬

ባል : የለላትና : በነውር : የተፈታችው : ሴት : ስዕለት : ግን : በሰውነታቸው : የተለየ : ሁነው ቢሳሉ : መፈጸም : ይገባቸዋል :

፪፻፺፭

ስለ : ጉልት : ነገር : እነሆ : ስለርሱ : በሰድስት : ክፍል : ተጽፏል : መጀመሪያ : ጉልት : ስለመጎለት : ሁለተኛው : ስለሚጉልቱት : ጉልት : ሦስተኛውም : ስለሚጉልተው : አራተኛውም : ስለሚጉልተሉት : እምስተኛውም : ስለሚሾመውና : በተሾመው : ላይ : ጉበኛ : ስለሚሆነው : ስድስተኛውም : ስለትእዛዛቱ : ፍጻሜ :

፪፻፺፮

ጉልት : ግን : ከሁለት : ይከረላል : ዘብትና : ምጽዋት : መጀመሪያ : በሚጉልቱለት : ጊዜ : ድኃ : ላልዞን : መጉለት : ነው : እንደልጅ : እንደ : ዘመድ : እንደ : ባልንጅራ : ያለ : ነው : ይኸውም : ለተጠሩት : ሰዎች : በዚህ : ዓለም : በመዳያኛውም : ዓለም : ዋጋ : ለማብዛት : በኃ : ስምንም : ለማትረፍ : ጥቅም : የሚሻዘት : ሀብት : ነው :

፪፻፺፯

ሁለተኛው : ግን : ለተቸገሩ : ሰዎች : የሚጉል

አንቀጽ : ፲፮ =

በለ : ግሥራት =

አመኔ : ኮኑ : ነኪራን : አው : አገማዶ : ወው
 አቱ : ዘይትፈቀድ : በዝንቱ : አንቀጽ : ወዝ
 ንቱሰ : ይከውን : ምጽዋት : ዘይፈቅዳ : ወሃቢ :
 አሰመ : በጉልቶቱ : ቡቱ : በቀዳጅት : ለጽኑ
 ሳን : በዝንቱ : ዓለም : ዘይእዜ : ወአዝልፎተ :
 በቀዳጅትሰ : ወዕሴት : በዓፀድ : ደኃራዋ : ወይ
 እቱ : ምጽዋት : ትርፍት : ዘትትነገር : በእንተ :
 በቀዳጅት : አመኔ : በሞቱ : አው : በሕይወቱ :
 ወለእመ : ኮነ : ዓጽፈ : ኃጣውእ : ትተልም :
 ለብእሲ : በከመ : ይቤ : ጳውሎስ : ሐዋርያ :
 ዘውእቱ : ነሱ : ዘየሐግግ : ሕገ : እኩየ : ወይተ
 ርፍ : ግብሩ : እምድገረ : ሞቱ : ወእፎ : ፈድ
 ፋደ : ይደሉ : በርትዐ : እግዚአብሔር : በም
 ግባረ : ሠናይ : ከመ : ይኩን : ዓሰበ : ምግባር :
 ሠናይት : ዘትተርፍ : እምድገረ : ፈሊሶቱ :
 ወትተልም : ለገባሪሃ =

፳፻ ፳፩

ወበእንተ : ግብርሃ : ዘይጉልቶ : ወውእቱኬ :
 አሰመ : ነሱ : ግብር : ይደሉ : ከመ : ይኩን :
 ዘይትከሀል : ለበቀዳጅት : ለእለ : ይበቀዳሙ :
 ምሰለ : ንብረት : እኮ : ከመ : ዲናር : ወደራ
 ህም : ወፈድፋደሰ : አይኩን : ዘእንበለ : ዘይ
 ትከሀል : ለከዋነ : በቀዳጅት : ዘዘልፈ : ይሃሉ :
 ወዘኢይትከሀል : ለአፍልሶ : ዘከመ : ሕንጻ :
 ወገራህት : ወሐቅል : ወዘይመስሎ : ለዝንቱ :
 በከመ : ተዘክረ : በቀኖናት : ከመ : ውእቱ :
 ይኩን : ለቤተ : ከርስቲያን : ወዘሂ : ዘአይት
 ጋባእ : ውስቴታ : ዘከመ : ገራህት : ዘኮነ :
 በድወ : ዘኢትትዌከፍ : ተገብሮ : ወአይትበ
 ቋዕ : ባቲ : ነባሪሃ : ወአይትከሀል : አፍል
 ሶታ =

፳፻ ፳፪

ወዘማሁ : ውእቱኒ : ዘከመ : አግብርት : ወእን
 ሰሳ : ወንህብ : አሰመ : አሉ : ነሱሙ : አያዘ
 ልፉ : ንብረተ : ወይከውን : ተኃጥአቶሙ : ሶበ :
 ይሰርቅዎሙ : ወሶበሂ : ይጉይዩ : ወዘይመ
 ስሎ : ለዝንቱ : ከዋነ : ተግጎሞቶሙ =

፳፻ ፳፫

ወለእመ : ፈቀደ : ይጉልት : ምንተኒ : እምነ :
 አሉ : ድልው : ወይፈደፍድ : ከመ : ይሳጥ :
 ወይሳጥ : በሚጠ : ዘእሁ : ዘይደሉ : ተሪ
 ፎታ : ወተግባረ : በቀዳጅትኒ : ይከውን : እም
 ኔሃ : ወአመሰ : ኮኑ : አግብርት : ወአልሕምት :
 ሙወዕን : እሙኤልቀ : እንጻ : ዓፀድ : ወፈ

ቱት : የሚገባ : ነው : ምንም : ባዕዶች : ወይም
 ዘመዶች : ቢሆኑ : ይኸውም : በዚህ : አንቀጽ :
 የሚወደድ : ነው : ይህ : ግን : ሰጭ : የሚሻው :
 ምጽዋት : ይሆናል = ዛሬ : በዚህ : ዓለም : ለተቸ
 ገሩ : ሰዎች : በመጉለቱ : ጥቅም : ይገኝበታ
 ልና : ጥቅምና : ዋጋ : ማግኘት : ግን : በወዲ
 ያኛው : ዓለም : ነው : ይህችውም : ስለጥቅም :
 የምትነገር : ትርፍ : ያላት : ምጽዋት : ናት =
 በሞቱ : ወይም : በሕይወቱ : ቢሆን : ሰውየው
 ን : ኃጢአቱ : እጥፍ : ድርብ : ሆና : የምትከተ
 ለው : ቢሆን : ሐዋርያው : ጳውሎስ : እንደተና
 ገረ : ይኸውም : ከፋ : ሥራን : ሁሉ : የሚሠራ :
 ነው : ከሞተም : በኋላ : ሥራው : ይቀራል =
 በእግዚአብሔር : አጋኝነት : በበጎ : ሥራ :
 ከሞት : በኋላ : የምትቀር : የበጎ : ሥራው :
 ዋጋ : ይሆን : ዘንድ : ሠሪዋንም : ትከተለው :
 ዘንድ : ፈጽሞ : እንዴት : ይገባል =

፳፻ ፳፬

ሰለሚጉለተውም : ሥራ : ይኸውም :
 ሥራው : ሁሉ : ከገንዘቡ : ጋራ : ለሚጠቅማ
 ችው : ሰዎች : ጥቅም : ያለው : ሊሆን : ይገ
 ባል : እኮ = እንደ : ዲናር : እንደ : ድርህም :
 (ጥራ : ገንዘብ) : ያለውን : አይደለም : ይልቁ
 ንም : ዘወትር : ጥቅም : የሌለበት : ሊሆን : አይ
 ገባም : ሊያፈልሱት : የማይቻል : እንደ : ሕንፃ :
 እንደ : እርሻ : እንደ : አትክልት : ይህንንም :
 እንደመሰለ : ያለውን : ነው : እርሱ : ለቤተ :
 ከርስቲያን : ይሆን : ዘንድ : በመጻሕፍት : እን
 ደተነገረ = በውስጡ : ሰብል : የማይገኝባትን :
 ምድረ : በዳ : የሆነችውን : ለእርሻ : የማትሆን :
 ሰነዋሪ : የማትጠቅመውን : ሊያዛውሩዋትም :
 የማይቻለውን : ግን : አይጉልቱ =

፳፻ ፳፭

እንደዚሁም : ይኸውም : እንደባሪያ : እንደ :
 ከብት : እንደንብ : ያለው : ነው : እነዚህ : ሁሉ :
 ዘወትር : አይኖሩምና : አይጉልቷቸው : በሰሪ
 ቋቸው : ጊዜ : በከዱም : ጊዜ : ይህንም : በመ
 ሰለው : ጊዜ : መታጣታቸው : ይሆናል =
 መሄድ : የሚቻላቸው : ስለሆነ =

፳፻ ፳፮

ከእነዚህ : ማናቸውንም : ሊጉልት : ቢወድ :
 ይገባል = ይሸጥ : ያለውጥ : ዘንድ : በዋጋው :
 ትርፍ : ያለበትን : ያበባል : የጥቅምም : ሥራ :
 ከርሷ : ይገኛል : ከቦታው : ሕንፃ : ቀጥር :
 ወገን : ባሪያዎች : ላሞች : ገንዘቦች : ቢሆኑ :
 ግን : ጌታቸው : በውስጡ : ካለው : ሁሉ : ጋር :

አንቀጽ : ፲፮ ።

ሰለ : ዓሥራት ።

ቀደ : መላኪሆሙ : ከመ : ይጎልጉ : ያእተ : ሀገረ : ሕንጽተ : ምሰለ : ነሉ : ዘውሰቱታ : ሠናይ : ከመ : ይጎልጉ : ዘኢይፈልሰ : ወከመ : ይኩን : ገዛኢ : በዘኢይፈልሰ : ላዕለ : ፍኖተ : ምጽዋት : ከመ : ይትመገብ : ቦቱ : በሄጥ : ወዘይመሰሎ : በአምጣነ : ዘይትረአይ : አምሠ ናያት ።

፳፻ ፲፬ ፣ ወዘረ : ይጎልጉ : እይኩን : ዘአንበለ : ዘብወሕ : ሎቱ : ከመ : ይትመገብ : ቦቱ : እም ንዋየ : ዜእሁ : በከመ : ተነግረ : በእብጥሊ ላት : ኅበ : ይፈልጥ : እንቀጽ : ውሂብ ። ወበእ ንተ : ትእዛዛት : ነሉን : ከመ : ይኩን : ብእሲ : በጊዜ : ጎልጉቱ : ብጹሐ : እምጣን : ወማእ ምረ : ወግዑዘ : ወኅሩየ : ወሰላማዌ : በግብሩ : ወሠናየ : በልቡ ።

፳፻ ፲፭ ፣ ወዘረ : ይጎልጉ : ሎቱ : እይደሉ : ከመ : ይኩን : እምእለ : ተግህዱ : በወግእ : እምትእዛዛት : አምላካውያን : እ : በሃይማኖት : ከመ : መጥጋውያን : ወፈደፋደሰ : እይ ኩን : አምእለ : ያመልኩ : ካልእ : አምአግዚእ ብሔር : ወኢ : በምግባረተሁ : ከመ : ጸናሕ ያነ : ፍኖት : ወኃጥእን : እለ : የሐውሩ : ወእለ : የሐውርዎሙ ። ወለእመ : ተመይጠ : ዝንቱ : እምነ : ከሕደቱ : ወካልእ : እምእከዩ : ወተጠ የቀ : ተመይጠቱ : ይንሣእ : ዘተጎለተ : ሎቱ : ወኢይደሉ : ከመ : ይኩን : ዐብደ : ወዘኢይትእ መር : ወዘኢይብቀዕ : ለዘይጎልጉም : ሎቱ።

፳፻ ፲፮ ፣ ወዘይሠየምሂ : ላዕለ : ጎልጉ : ዘኅረየ : ዘይጎልጉ : ይሢም : በሕይወተሂ : ወእምድኅረ ሞተሂ : ወለአመ : ፈቀደ : ጎላቲ : ከመ : ይሠ የም : ዲበ : ዘጎለተ : እስከ : ጊዜ : ሞቱ : ይደ ልም : ለእመ : ወሰነ ። ወለእመሰ : ኢያጠየቀ : መላኪ : እ : ለርአሱ : ወኢ : ለካልእ : ለይሠ የም : ዘተጎለተ : ሎቱ : ለእመ : ኮነ : ድልወ : ለዝንቱ : ወአመ : አኮስ : መኩንን : ይሢም : ዘኅረየ : ወይሢም : ላዕሌሁ : ሰብእ : ዓይን : ወሰብእ : ዓይንለ : ላዕለ : ሥዩም : ውእቱኪ : ኤጲስቆጶስ : በውእቱ : ጊዜ ።

፳፻ ፲፯ ፣ ወለአመ : ኮነ : ዘተወፈየ : ጎላቲ : ውእቱ : አው : ካልኡ : ይደልም : ለሰብእ : ዓይን : ከመ : ይሥዓሮ : ለዘተወፈየ : ምግብናሁ : ለጎልጉ : ለእመ : ተጠየቀ : እማስኖቱ : በሰማዕት : ወለ

የቀናችውን : እገር : ሊጎልጉ : ቢወድ : እንዳ ይፈልሰ : አድርጎ : መጎለጉ : ይገባዋል ። የተ ጎለተለት : ሰው : ወደ : ምጽዋት : መንገድ : እን ዳይሂደ : ሽጠ : በሚመስለውም : ይመገብበት : ዘንድ : ከበኅ : ወገን : እንደተገለጠ : መጠን ።

፳፻ ፲፬ ፣ የሚጎልጉት : ሰው : በገንዘቡ : ያዘበት : ዘንድ : ሥልጣን : ያለው : ካልሆነ : በቀር : እይ ጎልጉ : የሰጠታን : አንቀጽ : በሚለይ : በሲኖ ዶስ : (አብጥሊስ) : አንደተነገረው ። ሰለትእዛ ዛት : ሁሉ : ሰው : በሚጎልጉበት : ጊዜ : እካለ : መጠን : ያደረሰ : እዋቂ : ራሱን : የሚ ገዛ : የተመረጠ : በሥራው : ሰላማዊ : በልቡ : ያማረ : ይሆን : ዘንድ ።

፳፻ ፲፭ ፣ የሚጎልጉት : ሰው : ከእምላካውያን : ትእዛዞች : በመውጣት : ከተገለጡት : ሰዎች : ወገን : ሊሆን : እይገባም ። በሃይማኖት : ጣዖት እንደሚያመልኩ : ይልቁንም : ከእግዚአብሔር ይልቅ : ሌላውን : ከሚያመልኩ : ወገን : እይ ሁን ። በሥራውም : ብንዳና : ሽምተው : እን ደሚቆዩ : ግብረ : ሰዶም : እንደሚሠሩ : እንደ ሚሠሩዎቻቸውም : ኃጥእን : መሆን : እይገባ ውም ። ይህ : ከከህደቱ : ሌላውም : ከከፋቱ : ቢመለስ : መመለሱ : ቢረዳ : የተጎለተለትን : ይውሰድ ። ሰነፍ : የማይታወቅ : ለጎለቱለት : ጎልጉ : የማይጠቅም : መሆን : እይገባውም ።

፳፻ ፲፮ ፣ በጎልጉ : ላይ : የሚሾመውም : ሹም : የሚ ጎልጉት : ሰው : የመረጠው : በሕይወተም : ከሞቱም : በኋላ : ቢሆን : ይሹም ። ጎላች : እስከሚሞትበት : ጊዜ : ድረስ : በጎለተው : ጎልጉ : ላይ : ሊሾም : ቢወድ : ጊዜ : ከወሰነ : መሾም : ይገባዋል ። ገዢው : ለራሱ : ለሌላም ቢሆን : ካላሰረዳ : ግን : የተጎለተለት : ሰው : ሰዚህ : የተገባ : ቢሆን : ይሾም ። የተገባ : ባይ ሆን : ግን : ሹሙ : የመረጠውን : ይሹም : ጎብ ኛም : (ተቆጣጣሪ) : ይሹምበት : በዚያን : ጊዜ ም : በሹሙ : ላይ : ጎብኛ : (ተቆጣጣሪ) : የሆ ነው : ኤጲስቆጶስ : ነው ።

፳፻ ፲፯ ፣ የተቀበለው : ጎላቹ : ወይም : የተጎለተለት : ቢሆን : ጥፋቱ : በምስክር : ከተረዳ : ኤጲስቆ ጶስ : (ጎብኛው) : የጎልጉን : ሹመት : የተቀበ ለውን : ሰው : ሊሾረው : ይገባዋል ። ጥፋቱ :

አንተ፡ ፺፰ ።

በለ፡ ፍሥራት ።

እመ፡ ተከሥተ፡ ዝንቲ፡ ይወልጥ፡ ካልእ፡ ዘተ
ግዛደ፡ በተአምናቲ፡ ወዘይበቀዕሂ ።

ከታወቀ፡ ርሱን፡ ሽሮ፡ በታማኝነቲ፡ የታወቀ
ውን፡ የሚጠቅመውንም፡ ለላውን፡ ይሸም፡
በርሱ፡ ላይ፡ ከተሾመው፡ ከኢዲስቆዳሱ፡
(ጉበኛ)፡ ጋር፡ ነው፡ እንጂ ።

፺፻ ፲፰ ወበከመ፡ አይይልዎ፡ ለዘተውይመ፡ ምግብ
ናሁ፡ ከመ፡ ይግበር፡ ምንተኒ፡ ባሕቲቲ፡ ዘእን
በለ፡ ስብእ፡ ዓይን፡ ዘሳዕሌሁ፡ ወከማሁ፡ አይ
ይልዎ፡ ለስብእ፡ ዓይን፡ ይግበር፡ ምንተኒ፡
ዘእንበለ፡ ምስለ፡ ዘተውይመ፡ ወይግበሩ፡
ዘንተ ።

፺፻ ፲፰ እስተዳይሩን፡ የተሾመው፡ ብቻውን፡ ምንም፡
ይደርግ፡ ዘንድ፡ እንደማይገባው፡ እንደዚሁም፡
ኢዲስቆዳሱ፡ ከተሾመው፡ ጋር፡ ነው፡ እንጂ፡
ብቻውን፡ መሥራት፡ አይገባውም፡ ይህንንም፡
ያድርጉ ።

፺፻ ፲፱ ወዘይኤምርስ፡ ላዕለ፡ ዝንቲ፡ በከመ፡ ተነግረ፡
ዘቀኖናት፡ በእንቀጻ፡ መጋቤ፡ ምጽዋት፡
ዘከመ፡ ይቤሉ፡ እመሰ፡ ተአመነ፡ ላዕለ፡ ነፍ፡
ሳተ፡ ስብእ፡ ከቡራት፡ ወምንትኬ፡ ይእቲ፡
ነላ፡ ጥሪታት፡ እንተ፡ ትትወባብ፡ ሎቲ፡
ይመግብ፡ ኪያሃ፡ በትእዛዘ፡ ዜእሁ ። ወብሃሎ
ቶመ፡ ነሱሉ፡ ንዋይ፡ ዘቤተ፡ ክርስቲያን፡ እግ
ዚእብሔር፡ ይኩን፡ ስቀበ፡ በእይ፡ ስብእ፡ ምእ
መናን፡ ወፈራህያን፡ እግዚእብሔር፡ ወበዘይመ
ስሎመ ።

፺፻ ፲፱ በዚህ፡ ላይ፡ የሚያስረዳ፡ ግን፡ በእንቀጻ፡
መጋቤ፡ ምጽዋት፡ በመጻፈፍት፡ እንደተነገረ፡
ነው ። እንዲህ፡ እንዳሉ፡ ከቡራት፡ በሚሆኑ፡
በስዎች፡ ስውነቶች፡ ላይ፡ ቢታመን፡ ግን፡
በርሱ፡ ፈቃድ፡ ያስተዳድርባት፡ ዘንድ፡ የተስ
ጠችው፡ ገንዘብ፡ ሁሉ፡ ምንድር፡ ናት? ። የእ
ግዚእብሔር፡ ቤተ፡ ክርስቲያን፡ ገንዘብ፡ ሁሉ፡
እግዚእብሔርን፡ የሚረሩና፡ ምእመናን፡ በሚ
ሆኑ፡ ስዎች፡ በሚመስሏቸውም፡ እጅ፡ የተ
ጠበቀ፡ ይሁን፡ ማለታቸው፡ ነው ።

፺፻ ፳ ያቲ፡ ወፍጽሜ፡ ትእዛዛትስ፡ ኀቲ፡ እመንቲ፡
ቀዳሚ፡ ከመ፡ አይሃእ፡ እምእይ፡ ዘኰሉቲ፡
ሎቲ፡ እስከ፡ ይመውት፡ ወእይሃእ፡ ፩ዱሂ፡
እምዘቆመ፡ ላዕሊሁ፡ እስከ፡ ይመውት፡ ወእይ
ሚጥ፡ ምንተኒ፡ እምኔሁ፡ ወእመኒ፡ ተሠይጠ፡
ይግባእ፡ ሚጠ፡ በከመ፡ ተሠርቦ፡ በእንቀጻ፡
መጋቤ፡ ምጽዋት ። ወይይሉ፡ ከመ፡ እየሀብዎ
ወእይትወከፍዎ፡ ወእይስተእኅዘዎ፡ ወእይእ
ኅዝዎ፡ ወእይመጽውቲ፡ ቦቲ፡ ወእይሥርቦ፡
ውስቲቲ፡ ዘእንበለ፡ በዘይይሉ ።

፺፻ ፳ ስድስተኛ፡ ክፍል፡ የትእዛዛት፡ ፍጽሜ፡ ግን፡
እሥር፡ ነው ። መጀመሪያ፡ እስኪሞት፡ ድረስ፡
ከኰሉቲለት፡ ስው፡ እጅ፡ እንዳይወጣ፡ እስኪ
ሞት፡ ድረስ፡ ከተስጠው፡ ስወታ፡ እንድስ፡
እንኳ፡ አይውጣ፡ ከጉልቱም፡ ምንም፡ እይሸጭ
ቢሸጥም፡ በእንቀጻ፡ መጋቤ፡ ምጽዋት፡ እንደ
ተጻፈ፡ ዋጋው፡ ይመለስ ። (ፍ፡ ነገ፡ ፲፮፡ ፳፻፳)
ሊሰጡት፡ ሊቀበሉት፡ ሊያስይዙት፡ ሊይዙት፡
ሊመጸውቲት፡ እይገባም ። በርሱም፡ በማይ
ገባ፡ እይሥሩበት ።

፺፻ ፳፩ ወዳግምኒ፡ ወይኩን፡ ሥርዓተ፡ ውሳኔሁ፡ ለዘ
ተጉለተ፡ በከመ፡ ተነግረ፡ በእንቀጻ፡ አብጥ
ሊስ፡ ዘውሂዘ፡ ምጽዋት፡ ዘውእቲ፡ ሥርዓተ፡
ውሳኔሁ፡ እንተ፡ እይከልእ፡ ሥርዓተ፡ ዜእሁ፡
ዘውእቲ፡ ረኪበ፡ በቀዳት፡ እምኔሃ፡ ዘልፈ ።

፺፻ ፳፩ ሁለተኛም፡ የውሳኔው፡ ሥርዓት፡ ለተጉለተ
ለት፡ ስው፡ ይሁን፡ ይሸውም፡ የውሳኔው፡
(የጉልቲ)፡ ሥርዓት፡ ነው ። የምጽዋትን፡ ስወ
ታ፡ በሚናገር፡ በእንቀጻ፡ አብጥሊስ፡ (ሲኖ
ዶስ)፡ እንደተነገረ፡ ይሸውም፡ ክርሱ፡ የዘወ
ትር፡ ጥቅም፡ የሚገኝበት፡ የመጽሐፍ፡ ሥር
ዓት፡ የማይከለክል፡ ነው ።

፺፻ ፳፪ ወሣልሰኒ፡ ወለእመ፡ ተኰለተ፡ ለዘነገደ፡ ወተ
በውቀት፡ ተነጥሉቲ፡ እምቅድመ፡ ይጽሐፉ፡
ሎቲ፡ ሥርዓተ፡ ጉልቶ፡ ይግባእ፡ ለቤተ፡ ክር
ስቲያን፡ ወተእዘዘ፡ በእንቲእሁ፡ ከመ፡ ይኩን፡
ለጽኑሳን፡ ለባሕቲቶመ፡ በከመ፡ ተነግረ፡
በእንተ፡ ጉልት፡ ወካልኡ ። ።

፺፻ ፳፪ ሦስተኛም፡ ፋቅ፡ እገር፡ ስሂደ፡ ስው፡ ቢጉለ
ትለት፡ የጉልቲን፡ ሥርዓት፡ ከመጻፋቸው፡
እስቀድሞ፡ መታጣቲ፡ ቢታወቅ፡ ለቤተ፡ ክር
ስቲያን፡ ይሁን፡ ስለርሱ፡ የታዘዘው፡ ለተቸገ
ሩት፡ ብቻ፡ ይሆን፡ ዘንድ፡ ስለተልትና፡ ስለ
ሁለተኛው፡ እንደተነገረ ።

አንቀጽ : ፻፳ =

ሰለ : ሀሥራት =

፻፶፫ ወለላመ : ሀለወ : ሄዱ : እምእገማዲሁ : ለዘጉ
ለቱ : ሎቱ : ወጽኑስ : ውእቱ : ደለዎ : ሎቱ :
ከመ : የሀብግ : እምኒሁ : መጠነ : መፍቅዱ :
ወእመ : እኮሰ : የሀብግመ : ለጽኑሳን : ወያብ
ድርዎመ : እምእገማዲሁ : ለዘጉለተ : ወእ
መሰ : እልዎ : እምውሰቱቶመ : ጽኑስ : ይከ
ውን : ለጽኑሳን : ለባሕተቶመ : ለዘጽኑስ : ፈድ
ፋድ : እምነ : ጽኑስ =

፻፶፬ ወከማሁ : ለእመ : ጉለቶ : ለዘእይደልዎ :
እው : ለእመ : አተወከፎ : ዘጉለትዎ : ሎቱ :
ይኩን : ለዘይደልዎ : እምነ : ዘእይደልዎ =
ወእመኒ : ጉለቶ : ለዘይደልዎ : ወለዘእይደ
ልዎ : ይኩን : ዘቀዳሚ : ወይግባእ : ለቤተ :
ክርሰቲያን : ዘእይደሉ : በከመ : ተሠርዐ =
ወለእመ : ተእዘዘ : ዘይደልዎ : ወዘእይደልዎ :
ይጽፋዕ : ዘይደሉ : ወያብጥሉ : ዘእይደሉ =

፻፶፭ ወለእመ : ተወሰነ : ፍጽሚሁ : ዘገዘ : እመር :
ለያኩን : ወይትገበር : እምድገሬሁ : በከመ
ተሠርዐ ለዘይደልዎ = ወለእመ : ኮነ ዘጉ
ለቱ : ሎቱ : ጽኑስ : ይደልዎ : ከመ : ይንግእ :
እምተጋብአቱ : ለመፍቅድ : ዘእሁ : ወከማሁ
ሰበ ሞተ : እቃሚሁ : ለውእቱ =

፻፶፮ ራብዕ : ከመ : ይሥራዕ : ጉለቱ : እመንገለ :
ፍኖ : ዘእዘዘ : ባቲ : ዘጉለቶ : ወለእመ : እእ
ዘዘ : ምንተኒ : እምነሉ : ዘይትገባእ : እም
ኒሁ : ትእዛዘ : ጉለቱ : በገነቱ : እው : ሰበ :
ኢእዘዘ : እመኒ : ሠምረ : ቦቱ : ዘጉለቱ : ላዕ
ሌሁ : እው : እመ : ኢሠምረ : ቦቱ =

፻፶፯ ወጎምሰ : ወለእመ : ተነሥተ : እምኒሁ : ግብር :
ዘይደልዎ : በቀጥት : ይደሉ : ከመ : ይሕን
ጽዎ : እመኒ : በውእቱ : ጊዜ : እው : እምድገ
ሬሁ =

፻፶፰ ወሳድሰ : ወእመኒ : ኮነ : ነዳየ : ዝንቱ : ዘጉ
ለቶ : ላዕለ : ጽኑሳን : ለባሕተቶመ : ሎቱ :
ይደልዎ : ከመ : የሀብግ : እምዘተጋብእ : በእ
ንተ : ዓጸባሁ =

፻፶፱ ወሳብዕኒ : ወለእመ : ቦቱ : ለብእሲ : መክፈ
ልት : ውሰተ : ንዋይ : ዘዕዉቅ : ይከውኖ :
ከመ : ይጉልቶ : ወለእመ : መጽእ : እምድገረ :
ዝንቱ : ስታፈሁ : በውሰተ : ከፍል : ይከውኖ :
እንከ : ከመ : ይትከፈል : ለእመ : ኮነ : እምነ :
ዘይትከሀል : ተከፍሎቱ =

፻፷፫ ወሳምንሂ : ወእይደሉ : ከመ : ይኩን : በላዕ

፻፶፫ ከጉለቱለት : ሰው : ዘመዶች : ወገን : አንድ :
ለው : ቢኖር : ችግረኛም : ቢሆን : ከጉልቱ :
የሚሻውን : ያዘል : ሊሰጡት : ይገባዋል =
ይዘም : ባይሆን : ለተቸገሩት : ሰዎች : ይሰጧ
ቸው : ከጉለተው : ሰው : ዘመዶች : ወገንም :
አብልጠው : ይሰጧቸው = ከርሱ : ወገን : ችግ
ረኛ : ባይኖር : ግን : ለተቸገሩት : ብቻ : ይሁን =
ይልቁንም : ከተቸገረው : ፈጽሞ : ለተቸገረው =

፻፶፬ እንደዚሁም : ለማይገባው : ቢጉልተው :
ወይም : የጉለቱለት : ሰው : ባይቀበለው : ከማ
ይገባው : ይልቅ : ለማይገባው : ይሁን = ለሚገ
ባውና : ለማይገባው : ቢጉለትለት : ለመጀ
መረያው : ይጽፋለት = ለማይገባው : ቢጉለት
ለት : ግን : እንደታዘዘ : ለቤተ : ክርሰቲያን :
ይሁን = የሚገባና : የማይገባ : ቢታዘዝ : የሚገ
ባው : ይጽፋ : የማይገባውንም : ያፍርሱ =

፻፶፭ በታወቀ : ጊዜ : ፍጽሚው : ቢወሰን : ለሚገ
ባው : እንደታዘዘ : ከርሱ : በኋላ : ፈጽሞ :
ይሁን = የጉለቱለት : ሰው : ችግረኛ : ቢሆን :
እርሱ : የሚፈልገውን : ከተሰበሰበው : መው
ሰድ : ይገባዋል : ለርሱም : ጉላቹ : ቢሞት :
እንደዚሁ : ነው =

፻፶፮ አራተኛ : የጉለተው : ሰው : ከእዘዘባት : ሥራ :
ወገን : ጉላች : ይሠራ : ዘንድ : ይገባል = ጉላ
ቹ : ከጉልቱ : ከሚሰበሰበው : ሁሉ : በዚህ :
ምንም : ባያዘዝ : ወይም : ባላዘዘ : ጊዜ : የጉለ
ቱለት : ሰው : ቢወድ : ወይም : ባይወድ =

፻፶፯ እምሰተኛ : ከርሱ : ወገን : ጥቅም : ያለበት :
ሥራ : በፈርሰ : በዚያን : ጊዜ : ወይም : ከርሱ :
በኋላ : ቢሆንም : ሊደድሱት : ይገባል =

፻፶፰ ሰድስተኛ : ለተቸገሩት : ብቻ : የጉለተው :
ሰው : ድጋ : ቢሆን : ስለችግሩ : ከተሰበሰበው :
ሊሰጡት : ይገባዋል =

፻፶፱ ሰባተኛም : የታወቀ : የገንዘብ : ድርሻ : ያለው :
ሰው : ቢኖር : ሊጉልተው : ይገባዋል = ከዚህ :
በኋላ : ለመክፈል : ባልንጀራው : ቢመጣ :
መክፈል : የሚቻል : ከሆነ : እንዲሁ : መክፈል :
ይገባዋል =

፻፷፫ ስምንተኛም : ባሰልዮስ : እንደተናገረ : የን

አንቀጽ : ፲፱ =

ሰለ : በዓላት =

ሊሁ : ጸባሕተ : ንጉሥ : በከመ : ዘከረ : ባሰል
የሰ =

ጉሥ : ግብር : ሊኖርበት : እድገባም =

፯፻፲፩ ወታሰዕነት : ወኢድጸንዕ : ዘእንበል : ዘተእምኖ :
በቅድሚያው : ለእለ : ያከውነ : ሰምዕ = ወቃ
ላተ : ነገሩሰ : ዘይብል : እነ : አቀምኩ : አው :
በግዕድ : አው : ጉለትኩ : ዘከመ : ማኅደረ :
ነግድ : ወዘከመ : በዘቅት = ወሰማሰትኒ : እለ :
ድጸንዕ : ሰምዖም : በውሰተ : መጽሐፍ : እንተ
ተጽሕፈት : ያኩነ : ዕዉቃነ : በኒሩት : ወበ
አእምሮ : ወሰተ : ዩሉ : መካነ = ወጉልቆሙሰ
ይኩነ : ኋተ : አው : ኛተ : በከመ : ነገሩ :
አብጥሊላት : በእንተ : መጽሐፍ : ትእዛዝ =
ወለእመ : ኮነ : በውሰተ : መካነ : ዘኢይትረ
ከብ : ወሰቴቱ : ኋተ : ወኢ : ኛተ : ያኩነ :
ጀቱ : አው : ቹተ : እምነ : ኔራኒያው : ለእለ :
ሀሰዉ : ሀዩ =

፯፻፲፩ ዘጠነኛም : ምስክር : በሚሆኑ : ሰዎች : ሬት :
ቢታመን : ነው : እንጂ : አይጸናም = የሚናገ
ረው : የነገሩ : ቃላት : ግን : እኔ : ወሰንኩ :
ወይም : ተሳልኩ : ወይም : ጉለትኩ : ይኸ
ውም : እንደ : እንግዳ : ማደረያ : እንደ : ውኃ :
ጥጅናድ : ያለውን : ነው = ምስክርነታቸው :
በተጻፈችው : ይብዳዩ : የሚጸና : ምስክሮችም :
በቦታው : ሁሉ : በቸርነትና : በእውተት : የታ
ውቁ : ይሁኑ = ቀጥረው : ግን : ሰለ : ትእ
ዛዝ : መጽሐፍ : አብጥሊላት : እንደተናገሩ :
ኋ : ወይም : አምስት : ይሁን = ኋት : ይህም :
ባይሆን : ኋት : የማይገኙበት : ቦታ : ቢሆን :
ከዚያ : ካሉት : ከደጋጉ : ወገን : ሁለት :
ወይም : ሦስት : ይሁኑ =

፯፻፲፪ ዓሥር : ወኢድደሉ : ከመ : ያኅብኡ : ከያሁ :
ኢ : ዘጉለቱ : ሎቱ : ኢ : ለካልኡ : ኢ : ዩሉን
ታሁ : ወኢመንፈቀ : ዘአሁ : ከመ : ይብልዑ :
ድኅረ : ወይፍርሁ : አምዘተገብረ : በአምሳለ :
ዝንቱ : ላዕለ : ሕናንያ : ወብእሲቱ : እለ : አገ
ቶሙ : ሞተ : መዓት : ኦመ : ሢጥዋ : ለዓዕ
ዶሙ : እንተ : አሕረምዋ : ለአግዚአብሔር :
ወተሰነዐወ : ምስለ : ብእሲቱ : ከመ : ያኅብኡ :
መንፈቀ : ሄጡ = በከመ : ሰምዐ : ኮነ : መጽ
ሐፈ : አብርከሲሰ : ወዓዲ : ዘከመ : ሣቀዩ :
አግዚአብሔር : ለአካነ : ወልደ : ከርሚ : ሶበ :
ኅብኡ : ንዋዩ : ዘንሥእ : እምስብኢ : ኢያሪኮ :
ዘረሰዩ : ኢያሱ : ወልደ : ነጭ : ቅዱስ : ለአግዚ
አብሔር : አሰከ : ዐደወ : ኮነኒሁ : በዝንቱ :
ላዕለ : ውሉዱ : ወእንበላሁ =

፯፻፲፪ አሥረኛ : ጉልቱን : መሰወር : አድገባም : የጉ
ለቱለትም : ቢሆን : ባልንጀራውም : ቢሆን :
መላውም : እኩሌታውም : ቢሆን : ኋላ : ይመ
ገቡት : ዘንድ : በዚህ : አምሳል : የቁጣ : ሞት :
ባገኛቸው : በሐናንያና : በሚሰቱ : ላይ : ከተደ
ረገው : የተነሣ : ይፍሩ = ለአግዚአብሔር : የሰ
ጧትን : በታቸውን : በሸጡ : ጊዜ : የሐዋርያት
ሥራ : እንደመሰከረ : የዋጋውን : እኩሌታ :
ይሸሸጉ : ዘንድ : ከሚሰቱ : ጋር : ተሰማግ =
(የሐዋ : ፭ : ፩-፲፩) = ዳግመኛም : የነጭ : ልጅ :
ኢያሱ : ለአግዚአብሔር : የተለየ : ያደረገውን :
ከኢያሪኮ : ሰዎች : የሚረከውን : ገንዘብ : በሸ
ሸገ : ጊዜ : አግዚአብሔር : የከርሚ ልጅ : እካ
ንን : ቀሰፈው : በዚህ : ምክንያት : ቅጣቱ :
በልጆቹና : በከብቶቹ : ላይ : እስካለፈ : ድረስ =
(ኢያሱ : ፮ : ፲፰ - ፳፮) =

አንቀጽ : ፲፱፱ተ =

አንቀጽ : ፲፱ =

በእንተ : ዕለተ : አሕድ : ወዕስተ : ሰንበት : ወበ
ዓላተ : አግዚእ : ወምክንያተ : አብዕሎቶሙ =

ሰለ : ዕለተ : አሕድ : ሰለ : ዕለተ : ቀዳሚት :
ሰለ : ጌታ : በዓላት : ሰለሚዘበሩበትም : ምክን
ያት =

፯፻፲፫ ዶቅ : ጽወፀቱ : ኢደደልዎሙ : ለክርስቲያን :
ከመ : ያዕርዑ : ተገብሮ : በዕለተ : ሰንበት :
ከመ : አይሁድ : አላ : ይትገቡሩ : በውኡቱ :
ዕለት : ከመ : ክርስቲያን = ወለእመ : ተረከቡ :

፯፻፲፫ ዶቅ : ጽፀ : ክርስቲያን : እንደ : አይሁድ : በዕ
ለተ : ቀዳሚት : ተግባርን : ማጉደል : አይገባ
ቸውም : በዚያች : ዕለት : እንደ : ክርስቲያን :
ዶሥሩ : እንጂ = ከሕዝቡ : ወገን : የእይሁድን :

አንቀጽ : ፲፬ ።

በለ : በዓላት ።

አምሕዝብ : እንዘ : ይገብሩ : ግብረ : አይሁድ :
ውላቶሙ : ይክውኑ : ሰዱዳን : እምቅድመ :
ገጹ : ለክርስቶስ ።

ሥራ : ሲሠሩ : ቢገኙ : እነርሱ : ከክርስቶስ :
ፊት : የተለዩ : ይሆናሉ ።

፯፻፲፬ ዘኒቅያ : ጽ : ወኢትትዓቀቡ : ሰንበተ : ከመ :
አይሁድ ።

፯፻፲፬ ኒቅያ : ጽ : እንደ : አይሁድ : ቀዳሚትን : አት
ጠናቀቁ ።

፯፻፲፭ መካ : ወኢይኩን : በዕለተ : አሁድ : ወበዓላት :
ክቡራን : ሰጊድ : አሰመ : አሉ : መዋዕለ :
ፍሥሐ : ውአቶሙ : ወበእንተዝ : ይደሉ : ክመ
ናፅርዕ : ገቢረ : በዕለተ : አሁድ : ወበበዓላት :
ወዝንቱ : አንቀጽ : ዘእንበለ : ግዘት ።

፯፻፲፭ መካ : በእሁድና : በተክበሩት : በዓላት : ቀን :
ሰግደት : አይገባም : እነዚህ : የደሰታ : ቀኖች
ናቸውና ። ስለዚህ : በእሁድና : በበዓላት : ቀን :
ሥራ : መፍታት : ይገባል : ይህ : ያልተወገዘ
በት : እንቀጽ : ነው ።

፯፻፲፮ መካ : ዘፃ : ወያላትቱ : በዕለተ : አሁድ : አም
ዙሎሙ : ምእመናን : አቅሞተ : ውሳኔያት :
ሥልጣናውያት : ዘፍትሕ : ወአይግበሩ :
ቅሰተ : ወተኳንኖ : ወኢይሳሥሥ : እምኔሁ :
በደላቲ : ዕለት : ንዋሃ : አምካልሉ : ወኢይጽ
ሐቅ : ፩ዱሂ : እምእመናን : በእንተ : ኅሣሠ :
ዕዳ : አው : ተጸልእ : እው : ዘይመሰሎ : ለዝ
ንቱ ።

፯፻፲፮ መካ : ፃ : የፍርድ : ዳኞች : የተወሰነውን : ሥር
ዓት : ከምእመናን : ሁሉ : በዕለተ : አሁድ :
ደርቁ : ክርክርን : ፍርድን : አያድርጉ ። አርሱ
ም : በዚች : ዕለት : ከባለዕዳው : ገንዘቡን : አይ
ፈልግ ። ከምእመናን : ወገን : እንዲህ : እንኳ :
ገንዘቡን : ለመፈለግ : ወይም : ለመጣላት :
ወይም : ይህን : ለሚመስለው : አይትጋ ።

፯፻፲፯ ወይሁሩ : ቦቱ : ዙሎሙ : ሰብእ : ኅበ : ቤተ :
ክርስቲያን : ወይምጽኤ : ዙሎ : ለለጅዱ : እም
አመናን : ኅቤሃ : በንጽሕ : ወበትሕትና : ዘእን
በለ : ፍርሃት : እምነ : መኩንን : ወእምበዓለ :
ዕዳ : አው : እምፈታሐ : ወዘይመሰሎ : ለዝ
ንቱ ። ወእመሰ : ተንበለ : ጅዱ : አመጸብሐን :
ከመ : ይንግእ : ጸባሕተ : እምእለ : የሐውሩ :
ኅበ : ቤተ : ክርስቲያን : ይፍዲ : ምክዕቤተ ።

፯፻፲፯ ሰዎቹ : ሁሉ : ወደቤተ : ክርስቲያን : ይሂዱ
በት ። ከምእመናን : ወገን : ሁሉም : ለአያን
ዳንዱ : ወደርሱ : በንጽሕና : በትሕትና : ይም
ጡ : ገዢውን : አባዳሪውን : ዳኛውን : ይህ
ንም : የመሰለውን : ያለመፍራት ። ከእስገባሪ
ዎች : ወገን : እንዲህ : ወደቤተ : ክርስቲያን :
ክሚሂዱት : ሰዎች : ግብር : ይቀበል : ዘንድ :
ቢደፋፈር : ግን : እጥፍ : ድርብ : ይክፈል ።

፯፻፲፰ ድሰቅ : ፲፪ : ዘወትር : በቤተ : ክርስቲያን : ተሰ
ብሰሱ ። ይልቁንም : በዕለተ : አሁድና : በዕለተ
ትንግሤ : ይኸውም : ዕለተ : እሁድ : ነው ።
እነሆ : በበዓላቸው : ቀን : ከመሰብሰብ : ወደ
ኋላ : እንደማይሉ : አሕዛብን : እናያቸዋለን ።
በበዓሉ : ቀን : ሁሉም : ይሰበሰባሉ : እንጂ ፤
እንደዚሁም : በክንቱ : አይሁድ : የሚባሉ : የተ
ሰበሰቡ : አይሁድ : ክስድስት : ቀን : በኋላ :
ሥራቸውን : ይተዋሉ ። በሰባተኛውም : ቀን :
በምክራባቸው : ይሰበሰባሉ : በተሰበሰቡም :
ጊቤ : የታዘዘላቸውን : ሥራቸውን : ይተዋሉ ።
እነዚህ : ጥቅም : ለሌለበት : ለግይረባ : መሰ
ብሰባቸው : የሚተጉ : ከሆኑ : ግን : ከቤተ : ክር
ስቲያን : ወደኋላ : የምትል : እንተ : ለእግዚ
አብሔር : የምትመልሰለት : ምንድር : ነው ? ።

፯፻፲፰ ድሰቅ : ፲፪ : ዘወትር : በቤተ : ክርስቲያን : ተሰ
ብሰሱ ። ይልቁንም : በዕለተ : አሁድና : በዕለተ
ትንግሤ : ይኸውም : ዕለተ : እሁድ : ነው ።
እነሆ : በበዓላቸው : ቀን : ከመሰብሰብ : ወደ
ኋላ : እንደማይሉ : አሕዛብን : እናያቸዋለን ።
በበዓሉ : ቀን : ሁሉም : ይሰበሰባሉ : እንጂ ፤
እንደዚሁም : በክንቱ : አይሁድ : የሚባሉ : የተ
ሰበሰቡ : አይሁድ : ክስድስት : ቀን : በኋላ :
ሥራቸውን : ይተዋሉ ። በሰባተኛውም : ቀን :
በምክራባቸው : ይሰበሰባሉ : በተሰበሰቡም :
ጊቤ : የታዘዘላቸውን : ሥራቸውን : ይተዋሉ ።
እነዚህ : ጥቅም : ለሌለበት : ለግይረባ : መሰ
ብሰባቸው : የሚተጉ : ከሆኑ : ግን : ከቤተ : ክር
ስቲያን : ወደኋላ : የምትል : እንተ : ለእግዚ
አብሔር : የምትመልሰለት : ምንድር : ነው ? ።

፯፻፲፱ ጽወጂቱ : ወኢይደሉ : ክመ : ትትናገሩ : ነገረ :
ዘአልቦቱ : ረባኅ : እው : ትግበሩ : ግብረ : ዘኢ

፯፻፲፱ ጽጌ : ጥቅም : የሌለበትን : ነገር : ትናገሩ ፤
ዘንድ : ወይም : መልካም : ያይደለውን : ሥራ :

አንቀጽ : ፲፱ ።

ሰለ : በዓላት ።

ይሄኔ : ወፈድፋደስ : በዕለተ : እሑድ : እንተ : ባቲ : ደደሉ : ከመ : ትትፈሥሑ : ፍሥሐ : መን ፈሳዊተ : በከመ : ይቤ : ዳዊት : ነቢይ : “ተቀ ነዩ : ለእግዚአብሔር : በፍርሃት : ወተንሠዩ : ሉቲ : በረዓድ” ።

ትሠሩ : ዘንድ : እይገባም ። ይልቁንም ። መንፈ ሳዊ : ተድላ : ደስታ : ልታደርጉባት : በምት ገባ : ዕለተ : እሑድ : ነቢይ : ዳዊት : ለእግዚ አብሔር : በፍርሖት : ተገዙ : በመንቀጥቀጥም : ደስ : ይበላችሁ : ብሎ : እንደተናገረ ። (መዝ : ፪ : ፲፩) ።

፲፻፳ ሥርዋጽ : ያኤምር : ነበ : ቃለ : ዳዊት : ዘይቤ : “ዛቲ : ዕለት : እንተ : ገብረ : እግዚአብሔር : ንትፈሳሕ : ወንትንሠዩ : ባቲ ።

፲፻፳ ሥርዋጽ : ፈጽመን : ደስ : እንሰኝባት : ዘንድ : እግዚአብሔር : የፈጠራት : (ያከበራት) : ቀን : ይህች : ናት : ብሎ : ወደተናገረው : ወደዳዊት : ቃል : የመለከታል ። (መዝ : ፲፻፺ : ፳፬) ።

፲፻፳፩ ረሰጣ : ጅወጅቲ : ወእግብርትኒ : ይትቀነዩ : ሐምለ : መዋዕለ : ወበዕለተ : ሰንበትሰ : ወእ ሑድ : ይፀመዱ : ለቤተ : ክርስቲያን : ከመ : ይትመሀሩ : መልእክተ : እግዚአብሔር : እሰመ : በዕለተ : ለንበት : እዕረፈ : እግዚአ ብሔር : እመ : ፈጸመ : ፈጠረ : ፍጥረታት : ወበዕለተ : እሑድኒ : ተንሥእ : እምነ : ምወ ታን ።

፲፻፳፩ ረሰጣ : ጅጂ : አገልጋዮችም : አምስት : ቀን : ያገልግሉ : ቅዳሜና : እሑድ : ግን : የእግዚአብ ሔርን : አገልግሎት : ይግሩ : ዘንድ : በቤተ : ክርስቲያን : ይዋሉ ። በዕለተ : ቀዳሜት : ፍጥ ረታትን : ፈጥሮ : በጨረሰ : ጊዜ : እግዚአብ ሔር : እርፎባታልና : በዕለተ : እሑድም : ከመ ታን : ተለይቶ : ተንሥቶባታልና ።

፲፻፳፪ ድስቅ : ጃወጃዱ : ወበኩሉ : ዕለተ : ሰንበት : ዘእንበለ : ዕለተ : ፍሥሕ : ባሕቲቲ : ወበኩሉ : ዕለተ : እሑድ : ተመጠዉ : ቀርባነ : በበይና ቲክመ : ውስተ : ቤተ : ክርስቲያን : ወተፈ ሥሑ ።

፲፻፳፪ ድስቅ : ጃ፩ : ከዕለተ : ፍሥሕ : ብቻ : በቀር : በዕለተ : ቀዳሜትና : በዕለተ : እሑድ : ሁሉ : እያንዳንዳችሁ : በቤተ : ክርስቲያን : ሥጋው ንና : ደሙን : ተቀበሉ : ደለም : ይበላችሁ ።

፲፻፳፫ ወናሁ : ተነግረ : በእንቀጽ : ጸም : ከመ : እይ ጼመ : በዕለተ : እሑድ : ወሰንበት : ዘእንበለ : ሰንበት : ዘኮነ : ባቲ : እግዚእነ : ኢየሱስ : ክር ሰቶስ : ቅቡረ : ውስተ : መቃብር ።

፲፻፳፫ ጌታችን : ኢየሱስ : ክርስቶስ : በመቃብር : ተቀ ብሮ : ካደረባት : ቅዳሜ : በቀር : እሑድና : ቅዳሜ : እንዳይጸመ : እነሆ : በእንቀጽ : ጸም : ተነገረ ። (ፍ : ነገ : ፲፩ : ፳፻፸፯) ።

፲፻፳፬ ወናሁ : ነገሩ : በጉባኤ : ፫፻፲፱፻፳፮ : በጽድቀ : እግዚአብሔር : ዘይደሉ : በእንተ : በዓላት : ዘእግዚእነ : ውስተ : ዝንቲ : መጽሐፍ : እንዘ : እግዚአብሔር : ምሰሌሆመ : ከመ : ይዕቀቡ : በዓላተ : እግዚእነ : ወይሰብሑ : ተእምራቲሁ : ወቅዳሴያቲሁ ። እሉ : እሙንቲ : በዓለ : ልደት : ወበዓለ : ጥምቀት : ወበዓለ : ሆሣ ዕና : ወኩሉ : በዓላተ : ትሰብእት : ዘፈጸግ : ትንሣኤሁ : ለእግዚእነ : እግእከለ : ሙታን : ወበዓለ : ዕርገት : ወበዓለ : ፃ : ዘውእቲ : ርደቲ መንፈስ : ቅዱስ : ጳራቅሊጦስ : ዘከመ : እሰፈ ምመ : እግዚእነ : ለእርዳኢሁ : ወበዓለ : ታቦር ወቦቲ : ተወለጠ ወእእመሩ : እርዳኢሁ : ሰብ ሐተ መለኮቲ ። ወእሉ : ፮ቲ : በዓላት : ከቡራን ወዝንቲ : ቃል : ዘተነግረ : ለጉባኤ : በከመ : ተረከባ : በዲድስቅልያ ።

፲፻፳፬ እግዚአብሔር : ከእነርሱ : ጋር : ስለሆነ : ፫፻፲፰ ሊቃውንት : ስለጌታችን : በዓላት : የሚገባውን በእግዚአብሔር : አጋኾነት : በእንድነት : በዚህ : መጽሐፍ : እነሆ : ተናገሩ ። የጌታችንን : በዓላት : ይጠብቁ : ዘንድ : ተእምራቲንና : ምስጋናውንም : ይገልጡ : ዘንድ ። እነዚህም : የልደት : የጥምቀት : የሆሣዕና : በዓልና : ከሙ ታን : ተለይቶ : የጌታችን : መነሣት : (ትን ሣኤ) የተፈጸመባት : የትሰብእት : በዓላት : ሁሉ : ናቸው ። በዓለ : ዕርገት : በዓለ : ፃ : ደኸ ውም : ጌታችን : ለደቀ : መዛሙርቲ : ተሰፋ : እንደነገራቸው : እጽናኝ : የሚሆን : መንፈስ : ቅዱስ : የወረደበት : ነው ። ራእዩ : የተለወጠ በትና : ደቀ : መዛሙርቲም : ባሕርየ : መለኮ ቲን : ያወቁበት : በዓለ : ደብረ : ታቦርም : ነው ። እነዚህም : ፯ : በዓላት : የከበሩ : ናቸው ።

፲፻፳፭ ወጥንተ : በዓላትኒ : ልደት : ውለቱ : ወቦ :
 ዘደቤ : በዓለ : ትሰብእት : ጥንተ : በዓላት :
 ወኢንሬኢ : በዝንቱ : ከመ : ውእቱ : አምነ
 ሎሙ : በዓላተ : አግዚእነ : ዐቢያት : ወለእግ
 ዚአብሔር : አኩቱት : ወጥንተ : በዓለ : አግዚ
 ዚእ : በዓለ : ብሥራት : እምእግዚአብሔር :
 ሰቡሕ : በልሳነ : ገብርኤል : መልእክ : ዘነገራ :
 ለእግዝእትነ : ማርያም : ድንግል : ወላዲተ :
 እምላክ : መድኃኒን : አመ : ጽወፀዕ : ለወርኅ :
 መጋቢት =

፲፻፳፮ ድስቅ : ጽወፀቱ : እ : አጋውዮ : ተዐቀቡ : በዕ
 ለተ : በዓላት : ዘውእቱ : በዓለ : ልደቱ : ለእግ
 ዚእነ : ወግበሩ : አመ : ጽወፎሱ : ለታሰዕ :
 ወርኅ : ዘዕብራውያን : ዘውእቱ : አመ : ጽወ
 ህዕ : ለራብዕ : ወርኅ : ዘግብጻውያን = ወእም
 ድኅረ : ዝንቱ : ግበሩ : በዓለ : ኤጲፋንያ : ዘው
 እቱ : በዓለ : ጥምቀት : ወይኩን : በኅቤክሙ :
 ክቡሪ : እስመ : ቦቱ : ወጠነ : እግዚእነ : ከመ :
 ያርኢ : መለዎቶ : አመ : ተጠምቀ : በውስተ :
 ዮርዳኖስ : በእደ : ዮሐንስ = ወግበሩ : አመ :
 ጿኦ : ለዓሥር : ወርኅ : ዘዕብራውያን : ወው
 እቱ : አመ፲ወ፩ : ለጋምስ : ወርኅ : ዘምስራ
 ወያን =

፲፻፳፯ በስ : ፴ : ወይኩን : ገቢረ : ቀሩርባን : በልደት :
 ወጥምቀት : መንፈቀ : ሌሊት : አኮ : ለጸ
 ሊእ : ጾም : አላ : በእንተ : ክብረ : በዓል =

፲፻፳፰ ግንር : ፲ወ፩ዱ : ወያብዕሉ : በዓለ : ሆሣዕና =
 ፲፻፳፱ ድስቅ : ፴ : ይደልወክሙ : እ : አጋውዮ : ዘተ
 ሣየጠክሙ : በደሙ : ክቡር : ዘውእቱ : ደመ :
 ኢየሱስ : ክርስቶስ : ከመ : ትግበሩ : በዓለ :
 ፋሊካ : በኩሉ : ጸሕቅ : ወአስተሐምም :
 ዐቢያ : እምድኅረ : በሊዐ : ናኦት : ወኢትግ
 በሩ : ዘንተ : በዓለ : ተዝካረ : ሕግሙ : ለዋ
 ሕድ : ጿተ : ጊዜ : በ፩ዱ : ዓመት : አላ : ፩ደ :
 ጊዜ : በእንተ : ዘምተ : በእንቲአነ : ፩ደ : ጊዜ =

፲፻፴ ወተዐቀቡ : በተጠናቅቆ : ብዙኅ : እምበዓለ :
 አይሁድ : ዘውእቱ : በሊዐ : ናእት : ዘይክውን :

ይኸውም : ቃል : በዲድስቅልያ : እንደተገኘ :
 በጉዛኤ : የተነገረው : ነው =
 ፲፻፳፮ የበዓላትም : ጥንት : (በኩር) : ልደት : ነው :
 የበዓላት : ጥንት : (በኩር) : በዓለ : ትሰብእት :
 ነው : የሚልም : አለ = ክታላላቁ : ኮይታችን :
 በዓላት : ሁሉ : እርሱ : ጥንት : እንደሆነ :
 በዚህ : እናይም = ለእግዚአብሔር : ክብር : ምስ
 ጋና : ይግባውና : የጌታ : በዓል : ጥንት : እምላ
 ካችንን : መድኃኒታችንን : ለወለደች : ለአመ
 ቢታችን : ድንግል : ማርያም : በመጋቢት :
 ወር : በጽፀ : ቀን : ካእግዚአብሔር : ታዝዞ :
 በነገራት : በመልእኩ : በገብርኤል : እንደበት :
 የተመሰገን : (የተነገረ) : በዓለ : ብሥራት : ነው :

፲፻፳፯ ድስቅ : ጽፀ : ወንድሞቼ : ሆይ : በበዓላት :
 ቀን : ተጠበቁ : ይኸውም : የጌታችን : በዓለ :
 ልደት : ነው = በዕብራውያን : በዘጠኘኛው :
 ወር : በጽ፩ኛው : ቀን : አድርጉ : ይኸውም :
 በግብጻውያን : በአራተኛው : ወር : በጽ፱ኛው :
 ቀን : ነው = ከዚህ : በኋላ : በዓለ : ኤጲፋንያ :
 አድርጉ : ይኸውም : ዘዓለ : ጥምቀት : ነው =
 በአናንተ : ዘንድ : የከበረ : ይሁን = ጌታችን :
 ጌትነቱን : ያሳይ : ዘንድ : የጀመረበት : ነውና :
 በዮርዳኖስ : በዮሐንስ : አጅ : በተጠመቀ :
 ጊዜ : በዕብራውያን : በእሥረኛው : ወር : በ፯
 ኛው : ቀን : አድርጉ : ይኸውም : በግብጻው
 ያን : በእምስተኛው : ወር : በ፲፩ኛው : ቀን :
 ነው =

፲፻፳፰ በስ : ፴ : በልደትና : በጥምቀት : ቅዳሴው :
 በመንፈቀ : ሌሊት : ይሁን : ጾሙን : በመጥ
 ላት : አይደለም : ስለበዓሉ : ክብር : ነው :
 እንጂ =

፲፻፳፰ ግንር : ፲፩ : በዓለ : ሆሣዕናን : ያክብሩ =
 ፲፻፳፱ ድስቅ : ፴ : በክቡር : ደሙ : የዋጁትሁ : ወንድ
 ሞቼ : ሆይ : ይኸውም : የኢየሱስ : ክርስቶስ :
 ደም : ነው? ቂጣን : ክሙብላት : በኋላ : በፍ
 ጾም : ተጋትና : በታላቅ : አሳብ : በዓለ : ፋሊ
 ካን : ታክብሩ : ዘንድ : ይገባችኋል = ይህን :
 የጌታን : የመከራውን : መታሰቢያ : በዓል :
 በአንድ : ዓመት : ሁለት : ጊዜ : አታድርጉ :
 ስለአና : አንድ : ጊዜ : ስለሞተ : አንድ : ጊዜ :
 አድርጉ : እንጂ =

፲፻፴ ከአይሁድ : በዓል : በፍጹም : ጥንቃቄ : ተጠ
 በቁ : ይኸውም : በግድዝያ : ወር : የሚሆን :

አንቀጽ : ፲፱ "

ስለ : በዓላት "

በዘመን : ሚያዝያ : ወዘንተ : ዕቀቡ : እስከ :
ጽወ፩ : ዕለት : እምወርጎ : ከመ : ኢይኩን :
አመ : ፲፱፩ : ለሠርቀ : ወርጎ : በካልእ :
ሱባዔ : ዘእንበለ : በሱባዔ : ዘቦቱ : ይገብሩ :
ፍሥሐ "

፮፻፴፩ ወእትግበሩ : በዓለ : ትንሣኤሁ : ለእግዚእን :
ወመድኃኒን : ኢየሱስ : ክርስቶስ : ዘእንበለ :
በዕለተ : እሑድ : ባሕቲቶ : ወብልዑ : ጊዜ :
ንቅወተ : ዶርሆ : ወእመ : እኮ : በነግህ =
ወኩኑ : ትንሃን : በይእቲ : ሌሊት : እንዘ : እን
ትመ : ጉቡአን : ውስተ : ቤተ : ክርስቲያን :
ወእንዘ : ትጼልዩ : ወታንብቡ : እምነ : መዝሙ
ራት : ወትንቢታት : ወአሪት "

፮፻፴፪ ወእምድጎረ : አጥመቅምዎመ : ለንኡስ : ክርስ
ቲያን : እንብቡ : ወንጌላተ : በፍርሃት : ወበረ
ዓድ : ወንግርዎመ : ለሕዝብ : ዘይሣኒ : ለመ
ድኃኒቶመ : ወአዕርጉ : ቀርባንከመ : ዘአዘዘ
ከመ : በእንቲአሁ : በላዕለ : እደዊን : እንዘ :
ይብል : ግበሩ : ዘንተ : ለተዝካርዩ "

፮፻፴፫ ወእምድጎረዝ : ፍትሑ : ጸመከመ : እንዘ :
ትትረሥሑ : ወትትጎሠዩ : እስመ : እግዚእን :
ኢየሱስ : ክርስቶስ : ተንሥእ : እምነ : መታን :
ወውእቱ : ዓረቦን : ትንሣኤን = ወይኩን :
ለክመ : ሕገ : ቀዋሚ : ዝንቱ : እስክ : ጎል
ቀተ : ዓለም : ወእስክ : ይመጽእ : እግዚእን =

፮፻፴፬ ወእምድጎረ : ስሙን : መዋዕል : ግበሩ :
ለክመ : በዓለ : እስመ : በውእቱ : ዕለት : አመ
ረኒ : ሊተ : ለቶግስ : እግዚእን : ሶበ : ኢአመ
ንኩ : በትንሣኤሁ ወአርአየኒ : አሠረ : ቅን
ዋት : ወአሠረ : ርግዘት : ዘገቦሁ "

፮፻፴፭ ወእምነ : ቀዳሚት : ዕለት : እምስሙን : ቀዳ
ማዊ : ጉልቱ : ጃ : ዕለተ : እስክ : ኃምስ : ስን
በት =

፮፻፴፮ ወእምዘ : ግበሩ : በዓለ : ዕርገቱ : ለእግዚእን :
ወመድኃኒን : ዘቦቱ : ፈጸመ : ኩሎ : ሥርዓ
ታተ : ወኩሎ : መዓርጋተ : ወዐርገ : ነበ :
እግዚአብሔር : አብ : ዘፈነዎ : ወንበረ : በዩ
ማን : ጎይል =

፮፻፴፯ ወእምድጎረ : ፲ቱ : መዋዕል : እምበዓለ : ዕር
ገት : ወውእቱ : ዕለት : እምእመ : ተጉለቁ :
ሰሙን : ፋቢካ : ይከውን : ሃ : መዋዕል : ወይ
ኩን : ለክመ : በዓለ : ዐቢዩ : እስመ : በው
እቱ : ዕለት : ጊዜ : ፫ቱ : ሰዓት : ፈነወ : ለን :

የቂጣ : በዓለ : ነው = ፍሥሕን : (ተድላ : ደስ
ታን) : በሚያደርጉበት : ሳምንት : በቀር : በሁለ
ተኛው : ሳምንት : ጨረቃ : በወጣች : በ፲፱ :
ቀን : እንዳይሆን : ክወሩ : ጀምራችሁ : እስከ :
ኻያ : አንድ : ቀን : ድረስ : ይህን : ጠብቁ =

፮፻፴፩ የጌታችን : የመድኃኒታችን : የኢየሱስ : ክርስ
ቶስን : ትንሣኤ : ከዕለተ : እሑድ : ብቻ : በስ
ተቀር : አታድርጉ = ዶር : በሙኸም : ጊዜ :
ብሉ : ይህም : ባይሆን : በጥዋት : ብሉ = እናን
ተ : በቤተ : ክርስቲያን : ተሰብስባችሁ : በዚ
ያች : ሌሊት : የተጋችሁ : ሁኑ : እየጸለያችሁ :
ከመዝሙሩ : ከነቢያቱ : ከአሪቱም : እያንበባ
ችሁ =

፮፻፴፪ ንኡስ : ክርስቲያንን : ካጠመቃችኋቸው : በኋላ
በፍርሃትና : በመንቀጥቀጥ : ወንጌልን : እን
ብቡ = ለድጎንታቸውም : የሚበጃቸውን : ለአ
ሕዛብ : ንገሯቸው = ለመታሰቢያዬ : ይህን :
አድርጉ : ሲል : በእኛ : ቃል : ስለርሱ : ያዘዛ
ችሁን : መሥዋዕታችሁን : ሠዉ =

፮፻፴፫ ከዚህም : በኋላ : ፈጽሞ : ደስ : እያላችሁ : ጸግ
ችሁን : ፍቱ : ጌታችን : ኢየሱስ : ክርስቶስ :
ከሙታን : ተለይቶ : ተነሥቷልና : ይኸውም :
የትንሣኤያችን : ዓረቦን : ነው = ይህ : ዓለም :
እስኪያልፍ : ጌታችንም : እስኪመጣ : ድረስ :
የጸና : ሕግ : ይሁንላችሁ =

፮፻፴፬ ከስምንት : ቀን : በኋላ : በዓለ : አድርጉ :
በዚህ : ቀን : ትንሣኤውን : ባላመንኩ : ጊዜ :
የችንካርችን : ምልክትና : የጉኑን : መወጋት :
ምልክት : አላይቶ : ለእኔ : ለቶግስ : አስረድቶ
ኛልና =

፮፻፴፭ ከመጀመሪያው : ሳምንት : ከመጀመሪያይቱ :
ቀን : ጀምራችሁ : እስከ : እምስት : ሱባኤ :
ቀን : ቁጠሩ =

፮፻፴፮ ከዚህ : በኋላ : ሥርዓቱንና : መዓርጋቱን : ሁሉ :
የፈጸመበትንና : ወደላከው : ወደ : እግዚአብ
ሔር : አብ : ያረገበትን : በአብ : ቀኝ : የተቀመ
ጠበትን : የጌታችንና : የመድኃኒታችንን :
በዓለ : ዕርገት : አድርጉ : (አከብሩ) =

፮፻፴፯ ከበዓለ : ዕርገት : ቀጥሎ : ከአሥር : ቀን : በኋላ
ይኸውም : ቀን : ስሙን : ፋቢካ : ከተቆጠረበት
ጀምሮ : ሃ : ቀን : ይሆናል : ታላቅ : በዓለ : ይሁ
ንላችሁ = በዚያ : ዕለት : በ፫ : ሰዓት : ጌታችን :
ኢየሱስ : ክርስቶስ : አጽናኝ : የሆነውን : የዕው

እግዚእን ፡ ኢየሱስ ፡ ክርስቶስ ፡ ጸረ-ቅሊጦስ ፡ መንፈስ ፡ ጽድቅ ፡ ወተመላእን ፡ እምፈቃዳ ቲሁ ፡ ወተናገርን ፡ በልሳናት ፡ ሐዲሳት ፡ በከመ ተሐውሰ ፡ ውስቴትን ፡ ወሰበከን ፡ ለእይሁድ ፡ ወለአሕዛብ ፡ ከመ ፡ ውእቱ ፡ ክርስቶስ ፡ እግዚ እብሔር ፡ ውእቱ ።

፲፻፴፰ ወእምድገረ ፡ ፈጸምከመ ፡ ገቢረ ፡ በዓለ ፡ ዓ ፡ አብዕሉ ፡ ሰቡዐ ፡ መዋዕለ ፡ ካልእ ፡ እስመ ፡ ይደሉ ፡ ለን ፡ ከመ ፡ ንትፈሳሕ ፡ በሀብተ ፡ እግ ዚእብሔር ፡ እንተ ፡ ተውሀበት ፡ ለን ።

፲፻፴፱ ወዘሰ ፡ ይጸውም ፡ በዕለተ ፡ እሑድ ፡ ዘውእቱ ፡ ዕለተ ፡ ትንሣኤ ፡ ኃጉእ ፡ ውእቱ ፡ ወይደልዎ ፡ ኩነኔ ፡ ወከማሁ ፡ ዘይገብር ፡ በመዋዕለ ፡ ዓ ፡ እው ፡ ዘዩገዝን ፡ በዕለተ ፡ በዓላት ፡ ዘእግዚእን ፡ ዘይደሉ ፡ ለን ፡ ፍሥሐ ፡ መንፈሳዊ ፡ በመ ፡ ወእኮ ፡ ንዘን ።

፲፻፵ ረስጣ ፡ ጽወኋቱ ፡ ወኢትግበሩ ፡ በሰሙን ፡ ሕማ ማት ፡ ወኢበዘይመጽእ ፡ እምድገሬሁ ፡ ዘው እቱ ፡ በዓለ ፡ ጅዱ ፡ በእንተ ፡ ዘተሰቀሰ ፡ ቦቱ ፡ እግዚእን ፡ ወካልኡሂ ፡ በእንተ ፡ ዘተነሥእ ፡ ቦቱ ፡ እሙታን ፡ ወኢትግበሩ ፡ በዕለተ ፡ በዓለ ፡ ዕርገት ፡ እስመ ፡ ሥርዓተ ፡ እግዚእብሔር ፡ ተፈ ጸመ ፡ ቦቱ ፡ ወኢትግበሩ ፡ በዕለተ ፡ በዓለ ፡ ዓ ፡ እስመ ፡ ቦቱ ፡ ተከሥተ ፡ መንፈስ ፡ ቅዱስ ፡ ዝንቱ ፡ ዘወረደ ፡ ላዕለ ፡ ምእመናን ፡ በክርስ ቶስ ፡ ወኢትግበሩ ፡ በበዓለ ፡ ልደቱ ፡ ለክርስ ቶስ ፡ እስመ ፡ ጸጋ ፡ ተውሀበት ፡ ቦቱ ፡ ለእንላ ፡ እመሕያው ፡ ወኢትግበሩ ፡ በበዓለ ፡ ጥምቀት ፡ እስመ ፡ ቦቱ ፡ ከሠተ ፡ ክርስቶስ ፡ መለኮቶ ፡ ወስምዐ ፡ ኮነ ፡ ሎቱ ፡ እብ ፡ በጥምቀቱ ፡ ወወ ረደ ፡ ላዕሌሁ ፡ መንፈስ ፡ ቅዱስ ፡ በእምሳለ ፡ ርግብ ፡ ወከሠተ ፡ ለእለ ፡ ይቀውመ ፡ ከመ ፡ ውእቱ ፡ እግዚእብሔር ፡ በጽድቅ ፡ ወወልደ ፡ እግዚእብሔር ፡ ወኢትግበሩ ፡ በዕለተ ፡ በዓለ ፡ ሐዋርያት ፡ እስመ ፡ እሙንቱ ፡ ኮኑ ፡ ለከመ ፡ መምህራን ፡ ለእእምርተ ፡ ክርስቶስ ፡ ወረሰዩ ከመ ፡ ድልዎን ፡ ከመ ፡ ትሳተፉ ፡ ሀብተ ፡ መን ፈስ ፡ ቅዱስ ።

፲፻፵፩ ወናሁ ፡ ተነገረ ፡ በእንቀጽ ፡ ምጽዋት ፡ ከመ ፡ ኢትትረእዩ ፡ በዕለተ ፡ በዓላት ፡ ቅድመ ፡ እግዚ እብሔር ፡ እግዚእከመ ፡ ዕሩቃኒከመ ፡ ወይተ ልዎ ፡ ለዝንቱ ፡ እንቀጽ ፡ ዘነበረ ፡ በእንተ ፡

ነት ፡ መንፈስ ፡ በዶልናልና ፡ ከፈቃዱም ፡ የተ ነሣ ፡ ተመላን ፡ በእእምርእችን ፡ እንደእደረብን መጠን ፡ በእዲሶች ፡ ቋንቋዎች ፡ ተናገርን ፡ እርሱ ፡ ክርስቶስ ፡ እግዚእብሔር ፡ እንደሆነ ፡ ለእይሁድና ፡ ለአሕዛብም ፡ እስተግርን ።

፲፻፵፰ በዓለ ዓን ፡ እከብራችሁ ፡ ከጨረሳችሁ ፡ በኋላ ፡ ሌላ ፡ በባት ፡ ቀን ፡ በዓለ ፡ እድርጉ ፡ ለእኛ ፡ በተሰጠችን ፡ በእግዚእብሔር ፡ ሰጦታ ፡ ደስ ፡ ሊለን ፡ ይገባልና ።

፲፻፵፱ በዕለተ ፡ እሑድ ፡ የሚጸም ፡ ግን ፡ ኃጢአተኛ ፡ ነው ፡ ይኸውም ፡ የትንሣኤ ፡ ዕለት ፡ ነው ፡ ቅጣትም ፡ ይገባዋል ። በመዋዕለ ፡ ዓ ፡ የሚ ጸም ፡ ወይም ፡ ንዘን ፡ ያይደሰ ፡ መንፈሳዊ ፡ ተድላ ፡ ደሰታ ፡ ልናደርግባቸው ፡ በሚገባን ፡ በጌታ ፡ በዓላት ፡ ቀን ፡ የሚያዝን ፡ እንደዚሁ ፡ ቅጣት ፡ ይገባዋል ።

፲፻፵ ረስጣ ፡ ጽፎ ፡ በሰሙን ፡ ሕማማት ፡ ክርስቶም ፡ ተጥሎ ፡ በሚመጣው ፡ በዓለ ፡ ሥራ ፡ እትሥሩ። ይኸውም ፡ እንደ ፡ በዓለ ፡ ጌታችን ፡ ስለተሰቀ ለበት ፡ ሁለተኛውም ፡ ከሙታን ፡ ተሰይቶ ፡ በለተነሣበት ፡ ነው ። በበዓለ ፡ ዕርገት ፡ ቀን ፡ ሥራ ፡ እትሥሩ ፡ የእግዚእብሔር ፡ ሥርዓት ፡ ተፈጽሞበታልና ፡ በበዓለ ፡ ዓ ኛው ፡ ቀን ፡ ሥራ እትሥሩ ። በክርስቶስ ፡ ባመኑ ፡ ምእመናን ፡ ላይ ፡ የወረደ ፡ መንፈስ ፡ ቅዱስ ፡ ተገልጦበታ ልና ፡ በክርስቶስ ፡ ልደት ፡ በዓለ ፡ እትሥሩ ፡ ለሰው ፡ ልጅ ፡ ከብር ፡ ተሰጥታበታላችና ። በበዓለ ፡ ጥምቀት ፡ እትሥሩ ፡ ክርስቶስ ፡ መለ ኮተን ፡ ገልጦበታልና ፡ በመጠመቁም ፡ እብ ፡ መስክሮለታልና ፡ በርግብም ፡ እምሳለ ፡ መን ፈስ ፡ ቅዱስ ፡ በራሱ ፡ ላይ ፡ ወርዷልና ፡ በቅዱስ ፡ ሰዎች ፡ በእውነት ፡ እግዚእብሔርና ፡ የእግዚ እብሔር ፡ ልጅ ፡ እንደሆነ ፡ ገልጦላቸዋልና ። በሐዋርያት ፡ በዓለ ፡ ቀን ፡ እትሥሩ ፡ ክርስቶ ሰን ፡ ለማወቅ ፡ መምህራች ፡ ሁነዋችኋልና ፡ መንፈስ ፡ ቅዱስንም ፡ ለመቀበል ፡ ዝግጁዎች ፡ እድርገታችኋልና ።

፲፻፵፩ በበዓለ ፡ ቀን ፡ በፈጣሪያችሁ ፡ በእግዚእብሔር ፡ ራት ፡ ባዶ ፡ እጃችሁን ፡ ሁናችሁ ፡ እንዳትታዩ ፡ እነሆ ፡ በእንቀጽ ፡ ምጽዋት ፡ ተነገረ ። (ፍ ፡ ነገ ፡ ፲፮ ፡ ፲፻፵፩) ። የልዑል ፡ እግዚእብሔር ፡ የክበረ፡

አንቀጽ : ፳ =

ተሠውጦ : ጎበ : ኢየሩሳሌም : ክቡር : ቤተ :
እግዚአብሔር : ልዑል :

፲፯፻፱ መክ : የጸወጃዎ : ወዘተክህሎ : እምነክሙ :
ጸልዮ : በቤተ : መቅደስ : ሀገረ : እግዚአብ
ሔር : እንተ : ውስጥታ : አሠረ : ቅድሳት :
አይደገር : እምነንቱ : በምንትኒ : ምክንያት :
ዘይከልእ : ዘእንበሉ : በግብር : ከመ : የሐውጽ :
መካኖተ : ዘበሙ : ተወክፈ : እግዚእነ : ክርስ
ቶስ : ሕግግተ : በሥጋሁ : ወይርእይ : መካነ :
ትንግሥሁ : ወይትባረክ : በእሙንቱ : አሠ
ራት : እምላካውያት =

፳፻፱ ወዘሰ : ኢተክህሎ : ይፈኑ : ጎቤሃ : ቀረባኖተ :
በእምጣነ : ክሃሎቱ : በእንተ : ሥርዓታ : ወበ
ዘይትረድኡ : ቦቱ : አለ : ይነብሩ : ውስጥታ :
እመኒ : ወርቀ : አው : ብሩረ : አው : አልባ
ሳተ : አው : መጸሐፍተ : ውኩፋተ : ወዘይመ
ስሎ : ለዝንቱ = ወይኩን : ላቲ : ክፍል : እምነ :
ርስቶሙ : ለመሃይምኖነ : አለ : አዕረፉ : ከመ :
ወራስያኒዮሙ : አስመ : ዝንቱ : ሕግ : ሠናይ :
ውአቱ : ቅድመ : እግዚአብሔር : ወይከውን :
ሎቱ : ጸጋ : በዘገረ : እግዚአብሔር : ቅድስት :
ወቀርባነ : ጎሩዩ : ወውኩፈ : ዘይትዌከር :
እግዚአብሔር : አብ : ወወልድ : ወመንፈስ :
ቅዱስ =

ስለ : ሰማዕታት =

ቤት : ወደሚሆን : ወደኢየሩሳሌም : ስለመ
ሄድ : የተጸፈው : ይሆን : አንቀጽ : ይመለክ
ታል =

፲፯፻፱ መክ : የጸጃ : ከእናንተ : ወገን : የቅድለና :
ፍለጋ : በውስጡ : በሚገኝባት : በእግዚአብ
ሔር : ማይሪያ : በቤተ : መቅደስ : ለመጸለይ :
ፈቃድ : ያለው : ቢኖር : በሚከለክል : በግናቸ
ውም : ምክንያት : ከዚህ : ወደኋላ : አይበል :
በግድ : ካልሆነ : በቀር = ጌታችን : ክርስቶስ :
በሥጋው : መክራ : የተቀበለባቸውን : ቦታ
ዎች : ይጉበኝ : ዘንድ : የትንግሥውን : ቦታ :
አይቶ : በእነዚህ : በእምላካውያት : ምልክቶች :
ይባረክ : ዘንድ =

፳፻፱ መሄድ : የማይቻለው : ሰው : ግን : ስለአስተዳ
ደረገና : ዘውስጡም : የሚኖሩት : ሰዎች : በሚ
ረዱበት : ገንዘብ : የተቻለውን : ያህል : መባ :
ይስደድ : ወርቅ : ብድ : ወይም : ልብስ : ወይም
የተቀበሏቸውን : መጸሐፍት : ይህን : የሚመስ
ለውንም : ቢሆን = ከሞቲት : ከክርስቲያኖች :
ርስት : እንደ : ወራሾቻቸው : መካፈል : ይገ
ባታል = ይህ : ሕግ : በእግዚአብሔር : ፈት :
የተወደደ : ነውና : ቅድስት : በምትሆን : በእግ
ዚአብሔር : አዢ : ክብር : የተመረጠ : መሥ
ዋዕት : እግዚአብሔር : አብና : ወልድ : መን
ፈስ : ቅዱስም : የሚተበለው : ስጦታ : ይሆንል
ታል =

አንቀጽ : ፳ =

በእንተ : ሰማዕታት : ወተላማንያን : ወከሃድ
ያን =

፲፯፻፱ ድስቅ : ጽወኔቱ : ሰማላታት : ይኩኑ : ጎበ
ክሙ : ክቡራነ : በከመ : ኮኑ : ክቡራነ : በጎ
ቤነ : ብዑዕ : ያዕቆብ : ኤጲስቆጶስ : ወቅዱስ :
እስጢፋኖስ : ሱታሬን : ዲያቆን : አሉ : እሙ
ንቱ : አለ : ተበዕዑ : በጎበ : እግዚአብሔር :
ወትሩፋተዮሙ : ዘእይትረከብ =

፳፻፱ ዘጸወጃቱ : ለክርስቲያኖዊ : ዘይወድደም : በላ
ውያን : ውስተ : ነጎኔ : በእንተ : ለመ : እግዚ
እነ : ወሃይማኖት : ርትዕት : ወፍቅረ : እግዚ
አብሔር : ኢትትወከዩ : በእንቲአሁ : አላ :
እምጸግክሙ : ዘበእማን : ወአምሐፈ : ገጽ :

አንቀጽ : ፳ =

ስለ : ሰማዕታት : ስለ : እማንያን : ስለ : ከሃድ
ያን =

፲፯፻፱ ድስቅ : ጽኔ : ብዑሉ : ኤጲስቆጶስ : ያዕቆብና :
ተባባሪያችን : ዲያቆን : ቅዱስ : አስጢፋኖስ :
በእኛ : ዘንድ : የከበሩ : እንደሆኑ : ሰማዕታት :
በእናንተ : ዘንድ : የከበሩ : ይሁኑ = እነዚህም :
በእግዚአብሔር : ዘንድ : የተመሰገኑ : ናቸው =
ትሩፋታቸውም : የማይገኝ : ነው =

፳፻፱ ጽጅ : ስለጌታችን : ስምና : ስለ : ቀናች : ሃይማ
ኖት : ስለእግዚአብሔርም : ፍቅር : በላውያን :
በቅጣት : የሚያስቃዩትን : ክርስቲያኖዊ : ስለ
ርሱ : ቸል : አትበሉ = በእውነት : ወሳቸው :
ተንጠፍጥፍ : ካገኛቸውት : ገንዘባችሁ : ጎይ

አንቀጽ ፡ ፳ ፡

ሰለ ፡ ሰማዕታት ፡

ከሙ ፡ ፈንወ ፡ ጎብሁ ፡ ዘይፈቅድ ፡ ከሙ ፡ ይር
ከብ ፡ ጎይለ ፡ ወዘይሁቦሙ ፡ ለሐራ ፡ እለ ፡ የበ
ቅብዎ ፡ በእንተ ፡ ዓሰቦሙ ፡ ከሙ ፡ ይርከብ ፡
ዕረፍተ ፡ ስንቢሆሙ ፡ ወውእቱ ፡ ሰማዕት ፡
ቅዱስ ፡ ወእኑሁ ፡ ለክርስቶስ ፡ ወወልደ ፡
ልዑል ፡ ወማኅደረ ፡ መንፈስ ፡ ቅዱስ ፡ ወሰማ
ዕተ ፡ ሕማሙ ፡ ለክርስቶስ ፡ ወሰታፊ ፡ ለእ
ርእያ ፡ ስብሐቱሁ ፡

፲፪፻፵፮ በእንተ ፡ ዝንቱ ፡ እንትሙኒ ፡ እ ፡ ማኅበረ ፡ መሃ
ይምናን ፡ ተለእክዎሙ ፡ ለቅዱሳን ፡ በመሳግብ
ተክሙ ፡ ወበጸማከሙ ፡ ወለእመኒ ፡ ኮነ ፡ ፩ዱ ፡
እምኔከሙ ፡ ዘእልቦቱ ፡ ምንትኒ ፡ ያጹም ፡ በእ
ንቲአሆሙ ፡ ወይረሲ ፡ መንፈቀ ፡ ሲሳዩ ፡ ነሎ ፡
ዕለተ ፡ ለቅዱሳን ፡ ወዘለ ፡ ዘሎ ፡ ውስተ ፡
ሰፍሐ ፡ ብዕል ፡ ወብዝኅ ፡ ጥሪት ፡ ያጸግበሙ ፡
እምሰፍሐ ፡ ብዕሉ ፡ ወጥሪቱ ፡ ወነሎ ፡ ዘይ
ሁብ ፡ እምዘ ፡ አጥሪዮ ፡ ለመድኃኒቶሙ ፡ እማ
እስራቲሆሙ ፡ ያከውን ፡ ብፁዕ ፡ ወዓርከ ፡ ክር
ስቶስ ፡ ይሰመዩ ፡

፲፪፻፵፯ ወሰማዕታትስ ፡ እሉ ፡ እሙንቱ ፡ ዘይቤ ፡ ክርስ
ቶስ ፡ በእንቲአሆሙ ፡ ዘሰ ፡ እምነኒ ፡ በቅድመ ፡
ሰብእ ፡ እእምና ፡ እነኒ ፡ በቅድመ ፡ አቡዮ ፡ ዘበ
ሰማያት ፡ ወለእመ ፡ ተሳተፍከምዎሙ ፡ በጊዜ ፡
ጎዘናቲሆሙ ፡ ያከውን ፡ ለክሙ ፡ ስምዕ በእ
ንተ ፡ ጸሕቀ ፡ ሕሊናከሙ ፡

፲፪፻፵፰ ወለእመ ፡ ረከቦ ፡ ለ፩ዱ ፡ እምእለ ፡ ያተራድእ
ዎሙ ፡ ለሰማዕት ፡ ነንኔ ፡ ብፁዕ ውእቱ ፡
እስመ ፡ ውእቱ ፡ ኮነ ፡ ስታፈሆሙ ፡ ለሰማዕ
ታት ፡ ወተመሰሎ ፡ ለክርስቶስ በሕማማቲ
ቲሁ ፡ ሰነኒ ፡ ካዕቤ ፡ ረከበነ ፡ ዝብጠት ፡ ብዙኅ ፡
እምካህናት ፡ ወኮነ ፡ ንወፅእ ፡ እምንቢሆሙ ፡
እንዘ ፡ ንትፈማሕ ፡ እስመ ፡ ደለወነ ፡ ከሙ ፡ ንሕ
ምም ፡ በእንተ ፡ ክርስቶስ ፡ መድኃኒኒ ፡ ወተፈ
ሥሐኔ ፡ አንትሙሂ ፡ ሰበ ፡ ሐመምከሙ ፡
ከመዝ ፡ እስመ ፡ አንትሙ ፡ ትከውኑ ፡ ብፁዓነ ፡
በዕለተ ፡ ደይን ፡

፲፪፻፵፱ ወለእለሂ ፡ ያሰድድዎሙ ፡ በእንተ ፡ ሃይማኖት ፡
ወይጉይዩ ፡ እምሀገር ፡ ውስተ ፡ ሀገር ፡ በእንተ ፡
ተእዛዘ ፡ እግዚእነ ፡ ተወክፍዎሙ ፡ ወእዕርፍ
ዎሙ ፡ ወርብኅዎሙ ፡ ወእከብርሃዎሙ ፡ ከሙ ፡
ሰማዕታት ፡ ወተፈሥሐ ፡ ሰበ ፡ ተወክፍከም
ዎሙ ፡ እንትሙ ፡ እስመ ፡ እግዚእ ፡ ክርስቶስ ፡

ልን ፡ ያገኝበት ፡ ዘንድ ፡ የሚሻውን ፡ በእነርሱ ፡
ዘንድ ፡ ዕረፍትን ፡ ያገኘ ፡ ዘንድ ፡ ስለዋጋቸው ፡
ለሚጠብቁት ፡ ጭፍራዎች ፡ የሚሰጣቸውን ፡
ላኩለት ፡ እንጂ ፡ ይኸውም ፡ ቅዱስ ፡ ሰማዕት ፡
የክርስቶስ ፡ ወንድም ፡ የልዑል ፡ ልጅ ፡ የመን
ፈስ ፡ ቅዱስ ፡ ማደሪያ ፡ የክርስቶስ ፡ የመከራው ፡
ምስክር ፡ የጌትነቱ ፡ እርእያ ፡ ተባባሪ ፡ ነው ፡

፲፪፻፶፩ ስለዚህ ፡ እናንተ ፡ የምእመናን ፡ ወገኖች ፡ ሆይ ፡
በገንዘባችሁና ፡ በድካማችሁ ፡ ቅዱሳንን ፡ እገ
ልግሏቸው ፡ ዘእናንተ ፡ ወገን ፡ እንዱ ፡ ምንም ፡
የሌለው ፡ ቢሆን ፡ ስለእነርሱ ፡ ያጹም ፡ ዘወ
ትር ፡ የምግቡን ፡ እኩሌታ ፡ ለቅዱሳን ፡ ያድ
ርግ ፡ (ይሱዮ) ፡ ብዙ ፡ ብዕልና ፡ ብዙ ፡ ገንዘብ ፡
ያለው ፡ ሰው ፡ ግን ፡ ከብዙ ፡ ብዕሉና ፡ ገንዘቡ ፡
የተነሣ ፡ የጥግባቸው ፡ እነርሱን ፡ ከእስራታ
ቸው ፡ ለመፍታት ፡ ከገንዘቡ ፡ ሁሉ ፡ የሚሰጥ ፡
ሰው ፡ ብፁዕ ፡ ይሆናል ፡ የክርስቶስም ፡ ፍጹም ፡
ባለሟል ፡ ይባላል ፡

፲፪፻፶፪ ሰማዕታትም ፡ እኔን ፡ በሰው ፡ ፊት ፡ ያመነኝን ፡
ሰው ፡ ግን ፡ እኔም ፡ በሰማይ ፡ እባቴ ፡ ፊት ፡
እምነዋለሁ ፡ ብሎ ፡ ክርስቶስ ፡ ስለእነርሱ ፡ የተ
ናገረላቸው ፡ እነዚህ ፡ ናቸው ፡ (ማቴ ፡ ፲፡ ፳፪) ፡
በመከራቸው ፡ ጊዜ ፡ ብትመስሏቸው ፡ ስለቁ
ርጥ ፡ አባባችሁ ፡ ሰማዕትነት ፡ ይቆጠርላች
ኋል ፡

፲፪፻፶፫ ሰማዕታትን ፡ ከሚረዱዋቸው ፡ ወገን ፡ እንዱ ፡
መከራ ፡ በያገኘው ፡ ብፁዕ ፡ ነው ፡ እርሱ ፡ የሰ
ማዕታት ፡ ተባባሪያቸው ፡ ነውና ፡ በመከራዎ
ቸው ፡ ክርስቶስን ፡ መሰለው ፡ እኛንም ፡ ከካዘ
ናት ፡ ብዙ ፡ መከራ ፡ እገኘን ፡ ከእነርሱም ፡
ዘንድ ፡ ደስ ፡ እያለን ፡ ወጣን ፡ ስለመድኃኒ
ታችን ፡ ስለክርስቶስ ፡ መከራን ፡ እንቀበል ፡
ዘንድ ፡ እድሎናልና ፡ (የሐዋ ፡ ፭ ፡ ፳፩) ፡ እናን
ተም ፡ እንደዚህ ፡ መከራ ፡ በተቀበላችሁ ፡ ጊዜ ፡
ደስ ፡ ይዘላችሁ ፡ እናንተ ፡ ዘፍርድ ፡ ቀን ፡ ትመ
ሰገናላችሁና ፡

፲፪፻፶፬ ስለሃይማኖት ፡ የሚያሳድዱቸውን ፡ ስለጌታ
ችን ፡ ትእዛዝ ፡ ከእዚህ ፡ ወደእዚህ ፡ የሚሸሹትን
ተቀዘሏቸው ፡ እሳርፉዋቸውም ፡ ጥተሟቸ
ውም ፡ እንደ ፡ ሰማዕታትም ፡ እድርጌችሁ ፡
እከብሯቸው ፡ በተቀበላችኋቸውም ፡ ጊዜ ፡
እናንተ ፡ ደስ ፡ ይበላችሁ ፡ ጌታ ፡ ክርስቶስ ፡

አንቀጽ ፳።

ይቤ : ብፁዓን : እንትሙ : ሰበ : ይሰድዱክሙ : በእንተአየ : ተረጎሙ : ወተኝሆዩ : እስሙ : ዕኔትክሙ : ዐቢይ : በሰማያት : ወክማሁ : ሰደድዎሙ : ለነቢያት : እምቅድሚክሙ : ወእምክሙሰ : ኪያየ : ሰደዱ : ኪያክሙኒ : ይሰድዱክሙ : ካዕበ : ወሶበ : ይሰድዱክሙ : አዎ ዛቲ : ህገር : ጉዩ : ውስተ : ካልእታ።

፳፻፶ ወዓዲ : ይቤ : ይረክበክሙ : በዝነቱ : ዓለም : ምንዳቤ : ወጎዘን : ወያበውሉጋሙ : ንበ : ጉባኤ : ወያበጽሑክሙ : ንበ : ነገሥት : ወመኳንንት : በእንተአየ : ክመ : ይሰጉን : ስምዐ : ለክሙ : ወዘተዓገሠ : አስከ : ፍጻሜ : ውእቱ : ይድገን : ወዘሰ : ይክሕድ : ነፍሶ : ክመ : ውእቱ : ኢኮን : ለክርስቶስ : ወእፍቀራ : ለነፍሱ : ፈድፋድ : እምእግዚአብሔር : ኢሥረክብ : ምሕረተ : አስመ : ውእቱ : አብደረ : ክመ : ይኮን : ዓርከሙ : ለሰብአ : ወጸላኢሁ : ለእግዚአብሔር : ወህየንተ : መንግሥት : ቡርክት : እፍተረ : ሎቱ : እሳተ : ዘለዓለም = ወበእንተአሁ : ይቤ : እግዚአን : ዘክሕደኒ : በቅድመ : ሰብአ : ወወለጠ : ስምየ : እነሂ : እክሕዶ : ወእዋልጠ : በቅድመ : አቡየ : ሰማያዊ።

፳፻፶፩ ወከመዝ : ይቤለን : ለእርዳኢሁ : ዘያበድር : አባሁ : ወእዋ : እው : ወልዶ : ወወለቶ : ፈድፋድ : እምኔየ : ኢይደሉ : ሊተ : ወዘእዶረ : መሰቀለ : ሞቱ : ወኢተለወኒ : ኢይደሉ : ሊተ። ዘያፈቅራ : ለነፍሱ : ለደግድፋ : ወዘሰ : ገይፋ : ለነፍሱ : በእንተአየ : ይረክባ : ምንተ : ይበቀሶ : ለሰብአ : ለእመ : ነሎ : ዓለመ : ረብኅ : ወነፍሶ : ሐጉለ : ወምንተ : እምወዘበ : ሰብአ : ቤዛሃ : ለነፍሱ = ወዓዲ : ይቤ : እትፍር ህዎሙ : ለእለ : ይቀትሎ : ሥጋክሙ : ወለንፍሰክሙሰ : ኢይክሉ : ተተሎታ : አላ : ፍርህዎ : ለዘይክል : ለዕለ : አጎጉሎ : ነፍስ : ወሥጋ : ንቡረ : ውስተ : እሳተ : ገሃንም።

፳፻፶፪ መፍትሔ : ሳዕሌን : ንጸሊ : ወትረ : ከመ : ኢንባለ : ውስተ : መንሱት : ወእመኒ : ተጎረይን : ለከዋን : ስምዕ : ንጽፍዕ : ለተወከሎ : ወንሕ

በለ ሰግዕታት።

“በለእኔ : ባሳይደኛሁ : ጊዜ : እናንተ : ብፁዓን ማኛሁ : ፈጽሞ : ደስ : ይበላችሁ : ሞጋችሁ : በሰማይ : ታላቅ : ነውና = እንደዚሁም : ከእናንተ : እስቀድመው : የነበሩ : ነቢያትን : አሳደደችው : እኔን : ካሳደዱ : ግን : ዳግመኛም : እናንተን : ያሳድደችኋል : ከዚች : እገር : በያሳደደችሁ : ወደሌላይቱ : እገር : ሂዱ : ብሏልና። (ግቴ : ፩ : ፲፩ - ፲፪ = ግቴ : ፲ : ፳፫)።

፳፻፶፫ ዳግመኛም : እንዲህ : እለ : በዚህ : ዓለም : መከራና : ገዘን : ያገኛችኋል : ወደ : እደባባይ : ያገቧችኋል : ለናንተ : ምስክር : ሊሆንላችሁ : ስለ : እኔ : ወደነገሥታቱና : ወደመኳንንቱ : ያደርጋችኋል። እስከ : መጨረሻው : የታገሠ : እርሱ : ይድናል = ለክርስቶስ : እንዳለሆነ : የሚክድ : ከእግዚአብሔርም : ይልቅ : ፈጽሞ : ራሱን : የወደደ : ሰው : ግን : ይቅርታን : እያገኘም : የእግዚአብሔር : ጠላት : የሰዎች : ወዳጅ : ሊሆን : ወድዷልና። ስለተባረከችውም : መንግሥት : ፈንታ : የዘለዓለም : እሳትን : ወድዷልና። (ግቴ : ፲ : ፲፯ - ፳፫)። ስለርሱም : ጌታችን : በሰው : ፈት : የካደኝን : ስሜንም : የሰወጠውን : እኔም : በሰማያዊ : እባቴ : ፈት : እከደዋለሁ : እለውጠዋለሁም : አለ። (ሉቃ : ፲፪ : ፳ - ፴)።

፳፻፶፬ እንደዚህም : ለእኛ : ለደቀመዛሙርቱ : ክእኔ : ይልቅ : አባተንና : እናተን : ወይም : ወንድ : ልጁንና : ሌት : ልጁን : የሚወድ : እኔን : እይመሰለኝም = የሞተንም : መከራ : ተሽክሞ : ያልተከተለኝ : እኔን : እይመሰለኝም : አለ። ሰውነቱን : የሚወድ : ይጣላት : ሰው : ነቱን : የጣላት : ግን : በእኔ : ዘንድ : ያገኛታል። ሰው : ዓለሙን : ሁሉ : ቢገዛ : ነፍሱን : ካጣ : ምን : ይጠቅመዋል ? ሰው : ለነፍሱ : ቤዛ : ምን : በሰጠ : ነበር። (ግቴ : ፲ : ፴፯ - ፴፱ ግቴ : ፲፮ : ፳፪ - ፳፮)። ዳግመኛም : ሥጋችሁን : የሚገሉትን : ሰዎች : እትፍሯቸው : ነፍሳችሁን : ግን : መግደል : እይቻላቸውም : ነፍሱና : ሥጋን : እንድ : እድርጎ : በገሃነዎ : እሳት : መቅጣት : የሚቻለውን : ፍሩት : እገጂ እለ። (ሉቃ : ፲፪ : ፪ - ፭ ግቴ : ፲ : ፳፭)።

፳፻፶፭ ወደፈተና : እንዳንገባ : ዘወትር : መጸለይ : ይገባልና። (ግቴ : ፳፮ : ፵፩)። ሰግዕት : ለመሆንም ብንመረጥ : በሃይማኖት : እንጽና : እኛም : ስከ

አንቀጽ : ፳ =

ሰለ : ሰግሶታት =

ነኒ : እንዘ : ንትእመን : በሰም : ከቡር : ዘው
እቱ : ስሙ : ለመድኃኒን = ወኢናንክር : ሰበ :
ደስድዱን : ወኢናፍቅር : ዘንተ : ዓለመ : ወክ
ብራቲሁ : ወትምክሕተ : ሰብእ : ወኢንትወ
ከፍ : ሰብሐተ : ብጡለ : እምሊቃናት : በእም
ላለ : እይሁድ : ዘኢክህሉ : ከመ : ደእመኑ :
እሰመ : እፍቀሩ : ሰብሐተ : ሰብእ : ፈድፋዶ :
እምሰብሐተ : እግዚእብሔር =

፮፻፶፫ ንትእመን : ከመ : ንድገን : ለሊን : ወናጽን
፶መ : ለካልእኒን : ከመ : እንኩን : ምክንያተ :
ሐጉል : ለባዕዳን : ወኢንብጸሕ : ጎበ : ነኑኔ :
ህየንተ : ዝንቱ : ወእንመጡ : ነፍሳቲን : ለመ
ክራ : እሰመ : እግዚእን : ደቤ : መንፈሰስ :
ጥቡዕ : ወሥጋ : ድኩም =

፮፻፶፬ ወእመ : ተጽዕቅን : እንወልጥ : ሃይማኖተን :
በእንተ : ፍርሃተ : ዘመን : ሕጹር = ወለእመ :
ክሕደ : ፩ዶሃ : ተሰፋሁ : ዘውእቱ : እየሱስ :
ከርስቶስ : ወልደ : እግዚእብሔር : ወደፈርህ :
እምዝንቱ : ሞት : ዘይከውን : ለዘመን : ጎዳጥ :
እሰመ : ውእቱ : ኑሠመ : ለእመ : ወድቀ :
ውስተ : ደዌ : ጽንዕት : እንተ : አልባቲ :
ፈውስ : ይከውን : ውፁእ : እምባቲ : ሕዮውት :
ወየተጥእ : ዘዘየ : ወደነብር : ለዓለም : ውስተ :
ጽልመት : እፍለዊ : ጎበ : ዘሉ : ብካዶ : ወሐ
ቅየ : ስንን =

፮፻፶፭ ወዘኒ : እተጠምቀ : እይኩን : ሕሙመ :
ልብ : እሰመ : ሕማሙ : ዘጦር : በእንተ : ክርስ
ቶስ : ውእቱ : ይከውኖ : ጥምቀተ : ጎሩየ :
እሰመ : ውእቱ : ይመውት : ምስለ : እግዚእን :
በጊዜ : ነሥእ : ምላሌ : ሞቱ =

፮፻፶፮ ረሰጣ : ሰወደቱ : እይኩን : ዘጄኤ : ልቡ :
እሰመ : ለእመ : ቀተልዎ : ወእመ : ውእቱ :
ተቀትለ : ይጸድቅ : እሰመ : ተጠምቀ : በደሙ :
ባሕቲቱ =

፮፻፶፯ ዘዕንቆራ : ጀቱ : ወእመቦ : ብእሲ : ዘጉየ : በእ
ንተ : ሃይማኖቱ : ወሕገጋቲሁ : ፈሪዞ : እምቦ
ላውያን : ወለእመ : ወዕለ : እምሃይማኖቱ : በእ
ገብር : ወእምድጎረዝ : ከሙተ : ንስሐሁ : በን
ጽሕ : እምዘ : ኮን : ቅድመ : በነጉሉ : ልቡ :
ወሕሊናሁ : በትሕትና : ጽሩዶ : ወዘእርጋዮ :
ሕግ : እይትከላእ : እምን : ቀኑርባን : ወእምቦ
ዊእ : ቅዳሴያት : እመ : ኮን : ካህን : እሰመ :
እገብረ : ዘንተ : በራቃዱ : ወለእመ : ኮን :

በረ : ሰሙ : እምነን : ይኸውም : የመድኃኒታ
ችን : ስም : ነው : ባባረሩን : ጊዜ : እናድንቅ :
(እንጨነቅ) = ይህን : ዓለም : ከብሩንም :
በሰው : መመካትንም : እንወደድ = ያምኑ :
ዘንድ : ባልቻሉ : በእይሁድ : እምላል : ከእለ
ቆች : ውዳሴ : ከንቱን : እንቀበል = ከእግዚእ
ብሔር : ምስጋና : ይልቅ : የሰው : ምስጋናን :
ወድደዋልና = (ዮሐ : ፲፪ : ፵፪ - ፵፫) =

፮፻፶፫ እኛ : እንድን : ዘንድ : እንመን : ለሌሎቹ : የጥ
ፋት : ምክንያት : እንዳንሆን : ባልንጀሮቻች
ንን : እናጽናቸው = ስለዚህ : ወደፍርድ : እንዳ
ንገባ : ሰውነታችንንም : ለመክራ : እንዳንሰጥ :
ጌታችን : መንፈስ : ብርቱ : ነው : ሥጋ : ግን :
ደካማ : ነው : ብሏልና = (ማቴ : ፳፮ : ፵፩) =

፮፻፶፬ ብንጨነቅም : ጎላፊውን : ዘመን : ስለመፍራት
ሃይማኖታችንን : እንለውጥ = እንዲሁ : እንኳ :
አለችታውን : ቢክድ : ይኸውም : የእግዚእብ
ሔር : ልጅ : ኢየሱስ : ከርስቶስ : ነው = ለጥቂ
ትም : ዘመን : ከሚሆነው : ሞት : የተነሣ :
ቢፈራ : ድገነት : በሌለበት : በጸናች : ደዌ :
ነገ : ቢያዝ : ከዚች : ሕይወት : የተለየ : ይሆ
ናል = የወዲያውንም : ዓለም : ያጣል : ልቅሶ :
ጥርስ : ማፋጨት : ባለበት : በሌለማ : ውስጥ :
ለዘለዓለሙ : ይኖራል = (ማቴ : ፳ : ፲፫) =

፮፻፶፭ ያልተጠመቀ : ሰውም : ልቡ : እይዘን = ስለከ
ርስቶስ : የተቀበለው : መክራ : የተመረጠ :
ጥምቀት : ይሆንሉታልና : የሞቱን : ምሳሌ :
በተቀበለ : ጊዜ : በጌታ : እምላል : ሞቷልና =

፮፻፶፮ ረሰጣ : ሰወጀ : ሁለት : ልብ : እይሁን : እነርሱ :
ቢገድሉት : እርሱም : ቢገደል : ይጸድቃልና :
በደሙ : ብቻ : ተጠምቋልና =

፮፻፶፯ ዕንቆራ : ከመናፍቃን : የተነሳ : ፈርቶ : ስለሃይ
ማኖቱና : ስለሕጉ : ብሎ : የሸሸ : ሰው : ቢኖር :
በግድ : ከሃይማኖቱ : ቢወጣ : ከዚህ : በኋላ :
ቀድሞ : የነበረበትን : በንጽሕና : በልቡና :
በእሳቡ : ሁሉ : በፍጹም : ትሕትና : ሕገንም :
በማመልከት : ንስሐውን : ቢገልጥ : ካህን :
ቢሆን : ከሥጋውና : ከደሙ : ቅዳሴ : ከመግባ
ትም : እይከልከል = ይህን : ወድዶ : እላደረገ
ውምና = መሐይምን : ቢሆን : ግን : ቤተ : ክር

አንቀጽ ፡ ፳ ፡ =

በለ ፡ ሰማዕታት ፡ =

ምእመን ፡ ያደሉ ፡ ከመ ፡ ይባእ ፡ ለመልእክተ ፡
ቤተ ፡ ክርስቲያን ፡ ወያኩን ፡ ካህን ፡ ወለእመ ፡
አልቦ ፡ ላዕሌሁ ፡ ዕቅድት ፡ ዘእንበለ ፡ ዝንቲ ፡
ወእመ ፡ እዝለፈ ፡ ምግባረ ፡ ኂሩት ፡ ይኩን ፡
ምእመን ፡ በጸሎት ፡ =

፮፻፶፰

ዘኋቱ ፡ ወዘሂ ፡ ከሕደ ፡ ፈሪሆ ፡ ቅድመ ፡ ይዝብ
ጥዎ ፡ ወይንሥኡ ፡ ንዋሩ ፡ ወኢጸንዐ ፡ በሃይማ
ኖቱ ፡ አመ ፡ ግብአቱ ፡ ኅቤን ፡ የሁሉ ፡ ውስተ ፡
ንስሐ ፡ ብዙኅ ፡ መዋዕለ ፡ ወለእመ ፡ ተመ
ይጠ ፡ በኩሉ ፡ ልቡ ፡ ወኅሠሠ ፡ ቀሩባን ፡ ያቅ
ርብዎ ፡ ወለእመ ፡ ሐመ ፡ ሕማመ ፡ ወአልጸቀ ፡
ለመዊት ፡ ይትወከፍዎ ፡ በቀሩባን ፡ ከመ ፡ ይት
መዋጥ ፡ ኅቦ ፡ ንስሐሁ ፡ ሰባ ፡ ሐይወ ፡ =

፮፻፶፱

ዘኋቱ ፡ ወለዘከመ ፡ አሉ ፡ ይትወከፍዎሙ ፡ እም
ድኅረ ፡ ንስሐ ፡ በዕድሜ ፡ ነዋን ፡ ወይኅበሩ ፡
ምስለ ፡ ምእመናን ፡ በዕረኖ ፡ እስመ ፡ ሕግን ፡
ሕገ ፡ ሃህል ፡ ወምሕረት ፡ =

፮፻፷

ዘኋቱ ፡ ወለዘኢአከሎ ፡ ከሕደቱ ፡ ባሕቲቱ ፡
እስከ ፡ ያወዕኦ ፡ ለካልኡ ፡ እምሃይማኖቱ ፡
ወኮን ፡ ምክንያተ ፡ ለከሕደቱ ፡ ይኩን ፡ ንስ
ሐሁ ፡ ፈድፋድ ፡ =

፮፻፷፩

ረስጠጅ ፡ ዘጸወጃዱ ፡ ወለኩሎሙ ፡ ዘከወወ ፡
ደሞሙ ፡ በእንተ ፡ ሃይማኖተ ፡ አግዚእን ፡ እያ
ሱስ ፡ ክርስቶስ ፡ ይግበሩ ፡ ሎሙ ፡ ተዝካረ ፡
በዕለት ፡ ዘስምዐ ፡ ኮኑ ፡ ባቲ ፡ =

፮፻፷፪

በለ ፡ ጭዋቱ ፡ ወመካን ፡ ሰማዕታት ፡ ይኩን ፡
ታሕተ ፡ ሥልጣን ፡ ቤተ ፡ ክርስቲያን ፡ አሐቲ ፡
ጉባኤ ፡ አኮ ፡ ይአቲ ፡ ዘትሌባሕ ፡ በዓዕመ ፡ ሰማ
ዕታት ፡ አላ ፡ ሰማዕታት ፡ ይንሥኡ ፡ ስብሐተ ፡
እምቤተ ፡ ክርስቲያን ፡ እስመ ፡ ስብሐት ፡ ላቲ ፡
በከመ ፡ ይቤ ፡ መንፈስ ፡ ቅዱስ ፡ በእንተ ፡
ቤተ ፡ ክርስቲያን ፡ አሐቲ ፡ ጉባኤ ፡ እንተ ፡ ተሐ
ንጸት ፡ አመንገል ፡ አበዋን ፡ ሐዋርያት ፡ ቅዱ
ሳን ፡ =

፮፻፷፫

ዘኒቅያ ፡ ወያንብሩ ፡ እዕዕምቲሆሙ ፡ ለሰማዕ
ታት ፡ በቤተ ፡ ክርስቲያን ፡ ወምኒታት ፡ ከመ ፡
ይኩን ፡ እመካን ፡ ሥጋቲዎሙ ፡ ፈውስ ፡ ወበ
ቀዳት ፡ ለድወያን ፡ ወለሕመማን ፡ ወለሰብእ ፡
ፈቃድያን ፡ በቀዳት ፡ ወመድኅኒት ፡ =

፮፻፷፬

ወእለስ ፡ ያፀርፉ ፡ ላዕለ ፡ እዕዕምቲሆሙ ፡ ለአሉ
ንጹሐን ፡ ወያስተራተስዋ ፡ ናሁ ፡ ይኔሥዎሙ ፡
አግዚአብሔር ፡ በተአምራት ፡ እንተ ፡ ትትግ
በር ፡ እምኔሃ ፡ ወመድኅኒት ፡ ለድወያን ፡ ወፈ

ስቲያንን ፡ ለማገልገል ፡ ይገባ ፡ ዘንድ ፡ ይገባ
ዋል ፡ ካህንም ፡ ይሁን ፡ ከዚህ ፡ በቀር ፡ ኃጢ
አት ፡ ባይኖርበት ፡ የቸርነትን ፡ ሥራ ፡ ቢያዘ
ወትር ፡ በጸሎት ፡ የታመን ፡ ይሁን ፡ =

፮፻፷፰

፩ ፡ ሳይመቲት ፡ ገንዘቡን ፡ ሳይወለዱበት ፡ አለ
ቀድሞ ፡ ፈርቶ ፡ የካደ ፡ በሃይማኖቱ ፡ ያልጸኖ ፡
ሰው ፡ ወደአኛ ፡ በተመለሰ ፡ ጊዜ ፡ ብዙ ፡ ቀን ፡
በንስሐ ፡ ይኑር ፡ በፍጹም ፡ ልቡ ፡ ቢመለስ ፡
ሊቆርብም ፡ ቢፈልግ ፡ ያቀርቡት ፡ ሕማም ፡
ቢታመም ፡ ግን ፡ ለዋትም ፡ ቢደርስ ፡ በዳን ፡
ጊዜ ፡ ወደንስሐው ፡ ያመለስ ፡ ዘንድ ፡ ሥጋው
ንኖ ፡ ደሙን ፡ ያቀብሉት ፡ =

፮፻፷፱

፯ ፡ እንዲዘ ፡ ያሉትን ፡ ሰዎች ፡ ብዙ ፡ ዘመን ፡
ንስሐ ፡ ከገቡ ፡ በኋላ ፡ ይቀበሏቸው ፡ በከብር ፡
ከምእመናን ፡ ጋር ፡ እንድ ፡ ይሁኑ ፡ ሕጋችን ፡
የርኅራኄና ፡ የይቅርታ ፡ ሕግ ፡ ነውና ፡ =

፮፻፷

፰ ፡ የራሱ ፡ ከሀደት ፡ ብቻ ፡ አልበቃው ፡ ብሎ ፡
ባልንጀራውን ፡ ከሃይማኖቱ ፡ እስኪያወጣው ፡
ድረስ ፡ ለመካድ ፡ ምክንያት ፡ ቢሆን ፡ ንስሐው ፡
ጽኑዕ ፡ ይሁን ፡ =

፮፻፷፩

ረስጠጅ ፡ ጭ ፡ በጌታችን ፡ በኢየሱስ ፡ ክርስ
ቶስ ፡ እምነው ፡ ደማቸውን ፡ ላፈሰሱ ፡ ሁሉ ፡
ባረሩበት ፡ ቀን ፡ መታሰቢያቸውን ፡ ያደርጉላ
ቸው ፡ =

፮፻፷፪

በለ ፡ ጭቺ ፡ የሰማዕታት ፡ መቃብር ፡ እንዲት ፡
በሆነች ፡ በቤተ ፡ ክርስቲያን ፡ ዙሪያ ፡ ይሁን ፡
እርሷ ፡ በሰማዕታት ፡ አጽም ፡ የምትከብር ፡
አይደለም ፡ ሰማዕታት ፡ ከቤተ ፡ ክርስቲ
ያን ፡ ከብርን ፡ ይቀበላሉ ፡ እንጂ ፡ በእባ
ቶቻችን ፡ በቅዱሳን ፡ ሐዋርያት ፡ እጅ ፡
በለታኑዎች ፡ እንዲት ፡ መስብሰቢያ ፡ በለም
ትሆን ፡ ቤተ ፡ ክርስቲያን ፡ መንፈስ ፡ ቅዱስ ፡
እንደተናገረ ፡ ከብር ፡ አላትና ፡ =

፮፻፷፫

ኒቅያ ፡ የሰማዕታትን ፡ ዓጽም ፡ በቤተ ፡ ክርስቲ
ያንና ፡ በገዳም ፡ ያኑሩ ፡ ሥጋቸው ፡ ከተቀበረበ
ት ፡ ቦታ ፡ ለድወያንና ፡ ለታመሙ ፡ ጥቅምንና ፡
ድኅነትን ፡ ለሚሹ ፡ ሰዎች ፡ ድኅነትና ፡ ጥቅም ፡
ይሆን ፡ ዘንድ ፡ =

፮፻፷፬

ንጹሐን ፡ የሚሆኑ ፡ የእነዚህን ፡ ዓጽም ፡ የሚላ
ደቡትንና ፡ የሚያረከሷትን ፡ ሰዎች ፡ ግን ፡
ከርሷ ፡ በሚደረገው ፡ ተእምራት ፡ ድወያንን ፡
በማዳን ፡ በሥጋና ፡ በነፍስ ፡ የታመሙትን ፡

አንቀጽ ፡ ፳ ፡

ስለ ፡ ሰማዕታት ፡

ወሰት ፡ ለሕመማን ፡ ነፍስ ፡ ወሥጋ ፡ ወስደተ ፡ ሰይጣናት ፡ እምኔሆሙ ፡

፲፯፻፳፭ ፡ ግንር ፡ ፳ ፡ ወዘይሚንፍሙ ፡ ለእለ ፡ ይትጋብሉ ፡ በበዓለ ፡ ሰማዕታት ፡ ምሉእ ፡ ትዕቢት ፡ ውእቱ ፡ ውጉዘ ፡ ለይኩን ፡

፲፯፻፳፮ ፡ ድስቅ ፡ ጃወጃቱ ፡ ኢይደልዎሙ ፡ ለምእመናን ፡ ከመ ፡ ይጎድጉ ፡ ሰማዕታት ፡ ክርስቶስ ፡ ወይሑፍ ፡ ጎበ ፡ መካነ ፡ ሰማዕታት ፡ ዘዐላውያን ፡ ወናሁ ፡ ጸሐፊ ፡ ጳውሎስ ፡ ሐዋርያ ፡ ዘከመ ፡ እር ፡ ይደሉ ፡ ከመ ፡ ይኩን ፡ ተጋድሎትነ ፡ በእንተ ፡ ፍቅሩ ፡ ለክርስቶስ ፡ ወይቤ ፡ በመልእክቱ ፡ ጎበ ፡ ሰብእ ፡ ሮሚ ፡ ፳፮ ፡ መኑ ፡ ያጎድገን ፡ ፍቅር ፡ ለክርስቶስ ፡ ምንዳቤት ፡ ተሞቅሖት ፡ ተሰዶት ፡ ረጋብት ፡ ዕርቃንት ፡ ተጋእዞት ፡ መጥባሕትነ ፡ በከመ ፡ ጽሑፍ ፡ “እስመ በእንተእክ ፡ ገሃ ፡ ሮሎን ፡ ኩሉ ፡ አሚረ ፡ ወኮነ ፡ ከመ ፡ እግዳዕ ፡ ዘይጠብሑ” ፡ ወበዝንቱ ፡ ኩሉ ፡ ምንዳቤ ፡ ንሕነ ፡ መዋዕያን ፡ በእፍቅርቱ ፡ ለዘእፍቀረን ፡ ወእንሰ ፡ እትእመን ፡ ከመ እልቦ ፡ ዘይከል ፡ ይፍልጠኒ ፡ ኢ ፡ ሞት ፡ ወኢ ፡ ሕይወት ፡ ኢ ፡ መላእክት ፡ ወኢ ፡ ሊቃናት ፡ ወኢኩሉ ፡ ግብር ፡ ዘሀለወ ፡ ወዘሀለዎ ፡ ይምጸእ ፡ ወኢ ፡ ጎይላት ፡ ወኢ ፡ መልዕልት ፡ ወኢ ፡ ማዕምቅት ፡ ወኢ ፡ ካልእ ፡ ፍጥረት ፡ ዘበታሕቱ ፡ ኢይክል ፡ ይፍልጠኒ ፡ እምፍቅር ፡ እግዚአብሔር ፡ በእግዚእነ ፡ ኢየሱስ ፡ ክርስቶስ ፡

፲፯፻፳፯ ፡ ወናሁ ፡ ፈጸመ ፡ ሐዋርያ ፡ ቃለ ፡ ቢእሁ ፡ በምግባር ፡ በከመ ፡ ዘከረ ፡ በመልእክቱ ፡ ዳግማዊ ፡ ጎበ ፡ ሰብእ ፡ ቆርንቶስ ፡ ፲ወ፩ዱ ፡ “ከመ ፡ ውእቱ ፡ ያረ ፡ ወተዐገሠ ፡ በእንተ ፡ ክርስቶስ ፡ ተሞቅሖት ፡ ወቅሥፊት ፡ ወተዘግሐ ፡ ውስተ ፡ ቤተ ፡ ሞቅሕ ፡ ወሰደተ ፡ በፍርሃት ፡ ወበጸማ ፡ በድካም ፡ ወበትጋህ ፡ በረጋብ ፡ ወበጽምእ ፡ በዕርቃን ፡ ወበቀኅር ፡ ወበእምጣነ ፡ ዝንቱ ፡ ኩሉ ፡ እንዘ ፡ ህሉ ፡ መጠውዎ ፡ ለእንበሳ” ፡ ወድጎረሂ ፡ ተዐገሠ ፡ ከዕወተ ፡ ደም ፡ ወነሥእ ፡ እከሊለ ፡ ስምዕ ፡ በዘገረ ፡ ሮሚ ፡

፲፯፻፳፰ ፡ ወብዙኃን ፡ ሐዋርያት ፡ ሰማዕተ ፡ ኮነ ፡ ወረሰዩ ፡ ርእሶሙ ፡ ለሰምዕ ፡ በከመ ፡ ይነግር ፡ ዜናሆሙ ፡ ወዝንቱ ፡ ይትነበብ ፡ በዕለተ ፡ በዓሎሙ ፡ ወንሰላሎ ፡ ለእግዚአብሔር ፡ ከመ ፡

በመፈወስ ፡ ከእነርሱም ፡ ሰይጣንን ፡ በማስወጣት ፡ እግዚአብሔር ፡ ያሳፍራቸዋል ፡

፲፯፻፳፭ ፡ ግንር ፡ ፳ ፡ በሰማዕታት ፡ በዓል ፡ የሚሰበሰቡትን ፡ ሰዎች ፡ የሚንቃቸው ፡ ሰው ፡ ትዕቢትን ፡ የተመላ ፡ ነውና ፡ የተወገዘ ፡ (የተለየ) ፡ ይሁን ፡

፲፯፻፳፮ ፡ ድስቅ ፡ ጃወጃቱ ፡ ምእመናን ፡ የክርስቶስን ፡ ሰማዕታት ፡ ትተው ፡ ዐላውያን ፡ ሰማዕታት ፡ ወደሚሏቸው ፡ ቦታ ፡ መሄድ ፡ እይገባቸውም ፡ ስለ ክርስቶስ ፡ ፍቅር ፡ መጋደላችን ፡ እንዴት ፡ መሆን ፡ እንደሚገባው ፡ እነሆ ፡ ሐዋርያው ፡ ጳውሎስ ፡ ጸፈ ፡ ወደሮሚ ፡ ሰዎች ፡ በላከው ፡ መልእክቱ ፡ እንዲህ ፡ እለ ፡ ፳ ፡ የክርስቶስን ፡ ፍቅር ፡ ግን ፡ ያስተወናል ? መከራ ፡ ነውን ? እሥራት ፡ ነውን ፡ ስደት ፡ ነውን ፡ ረጋብ ፡ ነውን ፡ መራቆት ፡ ነውን ፡ መጣላት ፡ ነውን ፡ ሰይፍ ፡ ነውን ፡ ስለእንተ ፡ ዘወትር ፡ ይገድሉናልና ፡ እንደሚታረጹም ፡ በጎች ፡ ሆነ ፡ ተብሎ ፡ እንደተጻፈ ፡ በዚህ ፡ ሁሉ ፡ መከራ ፡ የወደደንን ፡ በመውደዳችን ፡ እኛ ፡ ድል ፡ እንነሣለን ፡ እኔም ፡ ሊለየኝ ፡ የሚችል ፡ እንደሌለ ፡ እምናላሁ ፡ ሞት ፡ ቢሆን ፡ ሕይወትም ፡ ቢሆን ፡ መላእክት ፡ ቢሆን ፡ እለቆችም ፡ ቢሆን ፡ እሁን ፡ ያለውም ፡ ይመጣም ፡ ዘንድ ፡ ያለው ፡ ሥራ ፡ ሁሉ ፡ ቢሆን ፡ ኃይለኛችም ፡ ቢሆን ፡ ላይኛው ፡ ቢሆን ፡ ታችኛውም ፡ ቢሆን ፡ በታች ፡ ያለው ፡ ሌላውም ፡ ፍጥረት ፡ ቢሆን ፡ በኢየሱስ ፡ ክርስቶስ ፡ ከእግዚአብሔር ፡ ፍቅር ፡ ሊለየኝ ፡ እይችልም ፡ (ሮሚ ፡ ፳ ፡ ፱፭ - ፱፱) ፡

፲፯፻፳፯ ፡ እነሆ ፡ ሐዋርያው ፡ ጳውሎስ ፡ ለቆርንቶስ ፡ ሰዎች ፡ በጻፈው ፡ በሁለተኛው ፡ መልእክቱ ፡ እንደተናገረው ፡ የርሱን ፡ ቃል ፡ በሥራ ፡ ጨረሰ ፲፩ ፡ ስለ ክርስቶስ ፡ እሥራትን ፡ ግርፋትን ፡ ከእሥር ፡ ቤት ፡ መዘጋትን ፡ መሰደድን ፡ እርሱ ፡ ታግሦ ፡ እንደተቀበለ ፡ በመፍራት ፡ በፍጹም ፡ ድካም ፡ በትጋት ፡ በመራብ ፡ በመጠማት ፡ በመበረድ ፡ በዚህ ፡ ሁሉ ፡ ሳለ ፡ ለእንበሳ ፡ ሰጡት ፡ (ጣሉት) ፡ ከዚህ ፡ በኋላም ፡ ደሙን ፡ እፈሰስ ፡ በሮሚ ፡ ህገር ፡ የሰማዕትነትን ፡ እከሊል ፡ (ክብር) ፡ ተቀበለ ፡ (፪ኛ ፡ ቆሮ ፡ ፲፩ ፡ ፳፱-፳፯) ፡ ብዙዎቹ ፡ ሐዋርያትም ፡ ሰማዕት ፡ ሆኑ ፡ ገድላቸው ፡ እንደሚናገረው ፡ ራሳቸውን ፡ ለሰማዕትነት ፡ እደረጉ ፡ ይኸውም ፡ (ገድላቸው) ፡ በበዓላቸው ፡ ቀን ፡ ይነበባል ፡ በእማላጅነታቸው ፡

አንቀጽ : ፳፩ ።

ሰለ : ድዉያን ።

ይጸግወን : በትንብልናሆሙ : ኅብረተ : ወረ
ድኤተ : ውስተ : ሁሉ : ግብር : ሎቱ : በብሔት :
ወእኩቱት : እስከ : ዘመን : ዘመናት : አሜን ።

አንድነትን : በሥራም : ሁሉ : ረድኤትን :
ይሰጠን : ዘንድ : እግዚአብሔርን : እንሰምነው ።
እስከ : ዘመን : ዘመናት : ድረስ : ክብር : ምስ
ጋና : ይግባው : አሜን ።

አንቀጽ : ፳፬።

በእንተ : ድዉያን ።

፲፯፻፱ ወውእቱ : ጀቱ : አከፋል : ፩ዱ : አምኔሆሙ :
ዘይደሉ : በእንተ : ድዉያን ። ይቤ : ያዕቆብ :
ሐዋርያ : በመልእክቱ : “ወአመሰ : ዘይደዊ :
ይጸውዕ : ቀሳውስተ : ቤተ : ክርስቲያን : ከመ :
ይጸልዩ : ሳዕሌሁ : ወይቅብዕም : ቅብዐ :
በሰመ : እግዚእነ : ኢየሱስ : ክርስቶስ :
እሰመ : ጸሎት : በሃይማኖት : ያሐይዎ : ስድ
ዉይ : ወያነሥእ : እግዚአብሔር : ወእመኒ :
ሱቱ : ኃጢአት : ትትጎደግ : ሎቱ ።

፲፯፻፳ ወናሁ : በምዕ : ኮነ : ወንጌል : ቅዱስ : ከመ :
ሲሐዋርያት : ሶስ : ፈንዎሙ : እግዚእነ : ውስተ
ህገር : በጥንተ : በብከት : በበጀቱ : ኮኑ : ይቀ
ብዕምሙ : ስድዉያን : ወይትፈወሱ ።

፲፯፻፳፩ ወጋኔንሂ : ዘአበዮሙ : ስእርድእት : በጥንተ :
ግብሮሙ : ከመ : ኢይግእ : እምብእሲ : ዘአዕ
በዶ : ወእብጽሕዎ : ኅበ : እግዚእነ : ከመ :
ይፈውሶ : ይቤ : እግዚእ : በእንተእሁ : እሰመ :
ሰዝንቱ : ዘመድ : ኢይክሉ : እውዕለቶ : ዘእን
በሰ : በጸም : ወበጸሎት ።

፲፯፻፳፪ ወዳዊትኒ : ነቢይ : ይቤ : በመጽሐፈ : መዝ
ሙር” : ብፁዕ : ዘይሌቡ : ሳዕስ : ነዳይ : ወምስ
ኪን : ይረድእ : እግዚአብሔር : ሳዕስ : ዓራተ :
ምስካቡ : ወይዌልጥ : ደዌያቲሁ : እንዘ : ህሎ :
ውእቱ : ሳዕስ : ዓራተ : ሕማሙ” ።

፲፯፻፳፫ ወመጽሐፈ : ነገሥትኒ : ትንግር : ከመ : እግዚ
አብሔር : ዘሰፍ : ለዘፈነው : ይስእል : እምላከ :
እፍሮን : በእንተ : ደዌሁ : ወእምቶ : ፍጡነ :
በውእቱ : ጊዜ ።

አንቀጽ : ፳፩ ።

ሰለድዉያን ።

፲፯፻፱ ይኸውም : ሁለት : ክፍል : ነው ። ከእነርሱ :
አንዱ : በሰድዉያን : የሚገባውን : ይናገራል ።
ያዕቆብ : ሐዋርያ : በመልእክቱ : እንዲህ : እሰ።
“የታመመ : ሰው : ቢኖር : ይጸልዩሰት : ዘንድ :
በጌታችን : በኢየሱስ : ክርስቶስ : በም : ቅባት :
ይቀቡት : ዘንድ : የቤተ : ክርስቲያን : ቀሳውስ
ተን : ይጥራ ። ጸሎት : በሃይማኖት : ድዉያን :
ያድነዋልና : እግዚአብሔርም : ያነሣዋል : ኃጢ
አትም : ቢኖርበት : ትሠረይለታለች ። (ያዕ : ፭
፲፬ - ፲፮) ።

፲፯፻፳ ዌታችን : በጥንተ : በብከት : ሐዋርያትን :
ሁለት : ሁለት : እድርጎ : ወደ : አገር : በላካ
ቸው : ጊዜ : ድዉያንን : ይቀቡአቸውና : ይድ
ኑ : እንደ : ነበር : እነሆ : ቅዱስ : ወንጌል : መሰ
ከረ ። (ማር : ፯ : ፯ - ፲፫) ።

፲፯፻፳፩ በቀደመ : ሥራቸው : ሐዋርያት : እእምሮውን :
ካሳጣው : ሰው : ጋኔን : ግውጣት : ቢያቸንፋ
ቸው : ያድነው : ዘንድ : ወደጌታችን : እደረ
ሱት ። በሰእርሱ : ጌታ : ተናገረ ። ያለጸምና :
ያስ : ጸሎት : ይህንን : ዘመድ : (በይጣን) ግብ
ወጣት : እይቻላቸውምና ። (ማቴ : ፲፯ : ፲፯ -
፳፩) ።

፲፯፻፳፪ ነቢይ : ዳዊትም : በመዝሙሩ : መጽሐፍ : በደ
ኃውና : በችግረኛው : ላይ : የሚያስተውል :
ሰው : ብፁዕ : ነው : እሰ ። እግዚአብሔርም :
በተኛበት : አልጋ : ሳለ : ይረዳዋል : እርሱ :
በታመመበት : አልጋ : ሳለ : ደዌዉን : ይለው
ጥለታል ። (መዝ : ፵ : ፩ - ፫) ።

፲፯፻፳፫ መጽሐፈ : ነገሥትም : ሰለ : ደዌው : የእፍሮንን
አምላክ : ይጠይቅለት : ዘንድ : የላከውን : (እካ
ዝያበን) : እግዚአብሔር : እንደዘሰፈው : በዚ
ያን : ጊዜም : ፈጥኖ : እንደገደለው : ትናገራ
ለች ። (ደኛ : ነገ : ፩ : ፪ - ፬) ።

አንቀጽ : ፳፪ ።

ሰለ : ሙታን ።

፮፻፸፬ ወዳግምኒ : ዘይደሉ : ላዕለ : ምእመናን : በእንተ : ተልእኮቶሙ : ይቤ : እግዚእነ : ደወይኩ : ወሐወጽክሙኒ ። ወዓዲ : ይቤ : እማን : እብለክሙ : ኩሎ : ዘገበርክሙ : ለ፩ዱ : እምእሉ : እጋውዋ : ንኡሳን : ሊተ : ገበርክሙ ። ወወደሶ : ለዘገብረ : ዘንተ : ወእውረሶ : መንግሥተ : ሰማያት : ወዘለፎ : ለዘእገብረ : ዘንተ : ወእርጉቆ : ደሐር : ጎበ : ኩነኔ : ዕጹብ ።

፮፻፸፬ ዳግመኛም : ስለእገልግሎታቸው : ለምእመናን : የሚገባው : ነው : ጌታችን : ብታመም : ጠየቃችሁኝ : እለ ። (ማቴ : ፳፭ : ፴፮) ። ዳግመኛም : ከእነዚህ : ክታናናሾቹ : ወንድሞቼ : ወገን : ለእንዱ : ያደረጋችሁት : ለእኔ : ማድረጋችሁ : ነው : ብዬ : በእውነት : እነግራችኋለሁ : እለ ። (ማቴ : ፳፭ : ፴) ። ይህን : ያደረገውን : እመስገነው : መንግሥተ : ሰማያትንም : እወረሰው ። ይህን : ያላደረገውን : ግን : ዘለፈው : ጭንቅም : ወደሚሆን : ቅጣት : ይሄድዘንድ : እራቀው ።

፮፻፸፭ ወእንበረ : በእንተ : ዝንቱ : ምሳሌ : በሳምራዊ : ዘእቀላልዎ : ወወድቀ : ውስተ : ፍኖት : ወበዘጽሕቀ : በግብሩ ።

፮፻፸፭ ስለዚህም : ወንበዴዎች : ያቆሰሉትን : በጉዳና : የወደቀውን : ሰው : ለመርዳት : በተጋ : በሳምራዊ : ምሳሌ : ጸፈ ። (ሉቃ : ፲፫ : ፴፫-፴፯) ። ሐዋርያትም : ተናገሩ : እንዲህም : እሉ ። ድስቅ : ወደቤተ : ክርስቲያን : መሄድ : የማይቻላቸውን : ደዌ : ያስጨነቃቸውን : ድወያንንም : የሚያውቋቸው : ዘወትር : ይጠይቋቸው ።

፮፻፸፮ ወሐዋርያትኒ : ይቤሉ : ድስቅ : ወለድወያንሂ : እለ : ዐጸቦሙ : ደዌ : ዘኢይክሉ : ሐዊረ : ጎበ : ቤተ : ክርስቲያን : የሐውጽዎሙ : እለ : የእምርዎሙ : ኩሎ : ዕለተ ።

፮፻፸፮ ሐዋርያትም : ተናገሩ : እንዲህም : እሉ ። ድስቅ : ወደቤተ : ክርስቲያን : መሄድ : የማይቻላቸውን : ደዌ : ያስጨነቃቸውን : ድወያንንም : የሚያውቋቸው : ዘወትር : ይጠይቋቸው ።

፮፻፸፯ ረሰጣ : ግወጧቱ : ወዲያቆናትኒ : ይንግርዎ : ለኤዲሰቆጶስ : በእንተ : ድወያን : ከመ : የሐውጸሙ ። ወተፍጻሚተ : ዝንቱ : ፍካሬ : ህሎ : በእንቀጸ : ምጽዋት ።

፮፻፸፯ ረሰጣ : ግ፪ : ዲያቆናቱም ይጠይቋቸው : ዘንድ : ስለታመሙት : ሰዎች : ለኤዲሰ ቆጶስ : ይንገሩት ። የዚህ : ትርጓሜ : መጨረሻ : በእንቀጸ : ምጽዋት : እለ ። (ፍ : ፮ : ፲፮ : ፮፻፴፭) ።

አንቀጽ : ፳፯ ወጧቱ ።

አንቀጽ : ፳፱ ።

በእንተ : ሙታን ።

ሰለሙታን ።

፮፻፸፰ ድስቅ : ግወጧቱ : ተጋብሎ : ዘእንበለ : ህኔት : ጎበ : ቤተ : ክርስቲያን : ወእንብቡ : መጻሕፍተ : ቅዱሳተ : ወዘምሩ : በእንተ : እለ : ናሙ : እምነ : ሰማዕታት : ወቅዱሳን : ቀዳማውያን : ወእጋዊክሙ : እለ : ናሙ : ወእሙንቱ : ምእመናን : በእግዚእነ : ወእዕርጉ : ሎሙ : እኩቴተ : ቍርባን : ዘውእቱ : ሥጋሁ : ቅዱስ : ወደሙ : ክቡር : ለንጉሥ : ሰማያዊ : በቤተ : ክርስቲያናቲክሙ ። ወበእንተ : ተሰናእሎቱ : ለዘኖመ : ወተጋንዩ : በእንተ : እለ : ናሙ : እንዘ : ተሐውሩ : ቅድሚሆሙ : እንዘ : ትዜምሩ ።

፮፻፸፰ ድስቅ : ግ፬ : ያለሰንፍና : በቤተ : ክርስቲያን : ተሰብሰቡ : ቅዱሳት : መጻሕፍትንም : እንብቡ : ክሰማዕታት : ደጋግ : ከሆኑ : ክቅዱሳን : ወገን : ስለሞቱት : ስለሞቱ : ወንድሞቻችሁም እመስግኑ : (ዳዊት : ድገሙ) : እነዚህም : በጌታችን : ያመኑ : ምእመናን : ናቸው ። በቤተ : ክርስቲያናችሁ : መሥዋዕት : ሠጧቸው : ይኸውም : የሰማያዊ : ንጉሥ : ቅዱስ : ሥጋውና : ክቡር : ደሙ : ነው ። የሞተውን : ሰው : ስለመስናበት : በፊታቸው : እየሄዱትሁ : እያመስገናችሁ : ስለሞቱት : ሰዎች : ጸልዩ ።

፮፻፸፱ ወእመ : ኮነ : ምእመነ : በክርስቶስ : ይቤ : ዳዊት : ነቢይ : ክቡር : ሞቶሙ : ለጸድቃኒሁ : በቅድመ : እግዚእብሔር ። ወካዕበ : ይቤ : ግብእ : ነፍሰየ : ውስተ : ዕረፍትኪ : እስመ :

፮፻፸፱ በክርስቶስ : ያመነ : ከሆነ : ነቢዩ : ዳዊት : የጸድቃን : ሞት : በእግዚእብሔር : ፊት : ክቡር : ነው : እለ ። (መዝ : ፻፲፭ : ፮) ። ዳግመኛም : ነፍሴ : (ሰውነቴ) : ወደዕረፍትሽ : ግቢ : እግዚ

አንቀጽ፡ ጽጌ ።

በለ፡ ሙታን ።

እግዚአብሔር፡ አሠነዩ፡ ለኪ ።

፯፻፹፱ ወለለስ፡ አምኑ፡ በእግዚአብሔር፡ አለቦ፡ ላዕ ሴሆሙ፡ ሞት፡ በከመ፡ ይቤሉሙ፡ እግዚአን፡ ለሰዱቃውያን ።

፯፻፹፱ አብሔር፡ አዘጋጅቶልሻልና ። (መዝ፡ ፻፲፬ ፡ ፯) ። በእግዚአብሔር፡ ያመኑ፡ ሰዎች፡ ግን፡ ጌታችን፡ ለሰዱቃውያን፡ እንደነገራቸው፡ ሞት፡ የለባቸውም ። (ማቴ፡ ፳፪ ፡ ፱ - ፵፪) ።

፯፻፹፩ እስመ፡ አዕዕምተሆሙ፡ ለሕያዋን፡ በእግዚአብሔር፡ እኮነ፡ ምኑነ፡ ወኢርኮስ፡ እስመ፡ ኤልሳዕ፡ ነቢይ፡ እምድጎረ፡ ሞተ፡ እንሥአ፡ ምወተ፡ ዘቀተልዎ፡ ሠራዊተ፡ ሰርያ፡ ሰበ፡ ተርበ፡ ሥጋሁ፡ ጎበ፡ እዕዕምተ፡ ኤልሳዕ፡ ሐይወ፡ ወተንሥአ፡ ወኢኮነ፡ ዝንቱ፡ ዘእንበለ፡ ሰበ፡ ኮነ፡ ሥጋሁ፡ ለኤልሳዕ፡ ቅዱስ፡ ወንጹሐ ።

፯፻፹፩ የሞተ፡ ሰዎች፡ አጥንት፡ በእግዚአብሔር፡ ዘንድ፡ የተናቀና፡ የረከሰ፡ አይደለም፡ እኮ ። ነቢይ፡ ኤልሳዕ፡ ከሞተ፡ በኋላ፡ የሦርያ፡ ወታደሮች፡ የገደሉትን ፡ ሙት፡ እስነሥቷልና፡ ሥጋው፡ ወደኤልሳዕ፡ አጽም፡ በቀረበ፡ ጊዜ፡ ድኖ፡ ተነሣ፡ የኤልሳዕ፡ ሥጋ፡ ንጹሕና፡ ቅዱስ ባይሆን፡ ኑሮ፡ ይህ፡ ባልሆነም፡ ነበር ። (ጄኛ፡ ነገ፡ ፲፫ ፡ ፪ - ፳፪) ።

፯፻፹፪ ወካዕበ፡ ዮሴፍ፡ ጠቢብ፡ ኮነ፡ የሐቅር፡ ለሥጋ፡ ያዕቆብ፡ እቡሁ፡ ላዕለ፡ ፃራተ፡ እምድጎረ፡ ሞተ፡ ። ወሙሴኒ፡ ወኢያሱ፡ ኮኑ፡ ደፀውና፡ ሥጋሁ፡ ለዮሴፍ፡ ምስሌሆሙ፡ ወኢተኑለቂ፡ ቦሙ፡ እበሳ ። ወንሕነኒ፡ ካዕበ፡ እ፡ ኤልሰቆጶላት፡ ወሕዝባውያን፡ ለንግሥሥ፡ በድነ፡ እለ፡ ኖሙ፡ በተግቅቦ፡ ወኢትትሐዘቡ፡ ከመ፡ አንትሙ፡ ትረከቱሉ፡ በዝንቱ፡ ወኢትመንኑ፡ አዕዕምተሆሙ፡ በዝንቱ፡ ምክንያት ።

፯፻፹፪ ዳግመኛም፡ ብልሁ፡ ዮሴፍ፡ አባቱ፡ ያዕቆብ፡ ከሞተ፡ በኋላ፡ ሥጋውን፡ በአልጋው፡ ላይ፡ ያቅፈው፡ ነበር ። (ዘፍ፡ ፶ ፡ ፩ - ፪) ። ሙሴና፡ ኢያሱም፡ የዮሴፍን፡ እጥንት፡ ከእነርሱ፡ ጋር፡ ይሸከሙ፡ ነበር፡ በደልም፡ ሁኖ፡ አልተቆጠረባቸውም ። (ዘሀ፡ ፶፫ ፡ ፶፱) ። ዳግመኛም፡ ኤልሰቆጶላትና፡ ሕዝባውያን፡ ሆይ፡ እኛም፡ በተዐቅቦ፡ የሞተትን፡ ሰዎች፡ በድን፡ እንዳስ ። በዚህ፡ እናንተ፡ እንደምትረክሱ፡ እትጠራጠሩ፡ በዚህም፡ ምክንያት፡ ሬላቸውን፡ አትናቁ ።

፯፻፹፫ ነበረ፡ በቀኖና፡ ዘተጽሕፈ፡ ለነገሥት፡ ሰበ፡ ሞተት፡ ብእሲት፡ በወሊድ፡ እው፡ በመዋዕለ፡ ሕርሳ፡ ይሕዕብዋ፡ ወይግንዝዋ፡ በካልእ፡ ልብስ፡ ዘአወለደት፡ ቦቱ፡ ወይጸልዩ፡ ላዕሴሃ፡ በቤተ፡ ክርስቲያን፡ እስመ፡ ሞት፡ እንጽሓ ።

፯፻፹፫ ለነገሥታት፡ በተጸፈው፡ መጽሐፍ፡ ተጸፈ፡ ሴት፡ በወሊድ፡ ወይም፡ በአራስነቷ፡ ወራት፡ በሞተች፡ ጊዜ፡ እጥዘው፡ ባልወለደችበት፡ በሌላ፡ ልብስ፡ ይገንዟት፡ በቤተ፡ ክርስቲያንም፡ ይጸልዩላት፡ ሞት፡ እንጽቷታልና ።

፯፻፹፬ ወሐዲበ፡ ምወት፡ እምቅድመ፡ ይግንዝዎ፡ ድልው፡ ወእተ፡ ወእኮ፡ ፈጠራ፡ እስመ፡ መጽሐፈ፡ አብረከሲስ፡ ይነግር፡ ከመ፡ ለጣቢታ፡ ረድእት፡ ዘእንሥአ፡ ጴጥሮስ፡ እምድጎረ፡ ሞተት፡ ሐፀብዋ፡ ወእመስ፡ ኮነ፡ ዝንቱ፡ ዘኢያደሉ፡ እምእገብርዎ፡ ምእመናን፡ በመዋዕለ፡ አርድእት፡ እሙንተኒ፡ እከልእዎሙ፡ ካዕበ ።

፯፻፹፬ ከመገነባቸውም፡ በራት፡ ሙተን፡ ማጠብ፡ የተገባ፡ ነው፡ ልብ፡ ወለድ፡ አይደለም፡ ጴጥሮስ፡ ያስነግትን፡ እገልጋይተን፡ ጣቢታን፡ ከሞተች፡ በኋላ፡ እንዳጠቧት፡ የሐዋርያት፡ ሥራ፡ ይናገራልና፡ ይህስ፡ የማይገባ፡ ቢሆን፡ ኖሮ፡ በሐዋርያት፡ ዘመን፡ ምእመናን፡ ባልሠሩትም፡ ነበር፡ እነርሱም፡ ዳግመኛ፡ አልከለከሏቸውም ። (የሐዋ፡ ፱ ፡ ፵፯) ።

፯፻፹፭ ወዓዲ፡ ይከውኑ፡ ሙታን፡ ርሱሐነ፡ በአሠረ፡ ደቄሆሙ፡ ወይደሉ፡ ከመ፡ ኢያብእዎሙ፡ ውስተ፡ ቤተ፡ ክርስቲያን፡ እንበለ፡ ይሕዕብዎሙ ።

፯፻፹፭ ዳግመኛም፡ ሙታን፡ በደቄያቸው፡ ጽናት፡ ርሱሐነ፡ ይሆናሉ፡ ላያጥቡ፡ ወደቤተ፡ ክርስቲያን፡ ሊያገቧቸው፡ እይገባም ።

፯፻፹፮ ዘፀቱ፡ ወለእመ፡ ኮነ፡ መዋቲ፡ ካህን፡ ይኩን፡ ቅድመ፡ ምሥዋዕ፡ እምላካዋ ። ወለእመስ፡

፯፻፹፮ ፩ ፡ ሚቸ፡ ካህን፡ ቢሆን፡ እምላካዋ፡ በሆነ፡ በመንበሩ፡ ፈት፡ (በመቅደስ) ፡ ይሁን ። ከሕ

አንቀጽ ፡ ጽፎ ።

ሰለ ፡ ሙታን ።

ኮን ፡ እምነ ፡ ሕዝብ ፡ ይኩን ፡ ታሕተ ፡ ምሥዋዕ ፡ ወእምድጎረዝ ፡ ይዕጥን ፡ ሊቀ ፡ ካህናት ፡ በጸሎት ፡ ኅዘ ፡ አግዚአብሔር ፡ ወበአኩቴት ፡ ሎቱ ።

፮፻፹፯ ወእምድጎረዝ ፡ ያንብቡ ፡ ላእካን ፡ እምቃላተ ፡ መዝሙር ፡ ወእምተስፋት ፡ ጽዱቃት ፡ በእንተ ፡ ትንሣኤን ፡ ዘግኑሥ ፡ እምነ ፡ ሐሰት ፡ ወበእንተ ፡ ተእምኖ ፡ መሥመሪት ።

፮፻፹፰ ወእምድጎረዝ ፡ ዝንቱ ፡ ይቅድም ፡ ሊቀ ፡ ካህናት ፡ ወይጸሊ ፡ ላዕሌሁ ፡ ወእምድጎረዝ ፡ ፍጻሜ ፡ ጸሎቱ ፡ ይስወጥ ፡ እንዘ ፡ ይሰነእሎ ፡ ወእምድጎረዝ ፡ ይስወጥ ፡ ጉባኤ ፡ አለ ፡ ሀሰጢ ፡ ሀዩ ። ወእምድጎረዝ ፡ ይከወው ፡ ላዕሌሁ ፡ ሊቀ ፡ ካህናት ፡ ቅብዐ ፡ ዘይት ፡ ወይጸሊ ፡ በአንቲአሁ ፡ ጸሎተ ፡ ዘሙተ ።

፮፻፹፱ ወእምድጎረዝ ፡ ዝንቱ ፡ ያንብርዎ ፡ ለሥጋሁ ፡ ውስተ ፡ መካን ፡ ክቡር ፡ በእግዋረ ፡ ሥጋ ፡ ንጹሕ ፡ ዘሰንእው ፡ ምስሌሁ ፡ ውስተ ፡ መዓርጉ ።

፮፻፺ ረስጣ ፡ ፎ ፡ ወግበሩ ፡ በሣልስት ፡ ዕለት ፡ ተዝካረ ፡ በእንተ ፡ እለ ፡ ኖሙ ፡ በመዝሙራት ፡ ወጸሎታት ፡ በእንተ ፡ ዘተንሥኦ ፡ በሣልስት ፡ ዕለት ።

፮፻፺፩ ወግበሩ ፡ በሳብዕት ፡ ዕለት ፡ ተዝካረሙ ፡ ለሕያዋን ፡ ወለምዲታን ።

፮፻፺፪ ወግበሩ ፡ ካዕበ ፡ በፍጻሜ ፡ ወርኅ ፡ በእምሳሰ ፡ ቀዳማውያን ፡ ከማሁ ፡ ኅዘኑ ፡ ሕዝብ ፡ በእንተ ፡ ሙሴ ። ወግበሩ ፡ ካዕበ ፡ በፍጻሜ ፡ ዓመት ፡ በእምሳሰ ፡ ተዝካረሙ ፡ ወሀቡ ፡ ለንዳያን ፡ እምጥሪቱ ፡ ለዘሞተ ፡ ከመ ፡ ይኩን ፡ ተዝካረ ፡ ሎቱ ፡ ወሰበ ፡ ተጸዋዕከሙ ፡ በውእቱ ፡ ዕለት ፡ ብልፁ ፡ በሥርዓት ፡ ወበፍርሃተ ፡ አግዚአብሔር ።

፮፻፺፫ በስ ፡ ሕወ፩ዱ ፡ ወይደሉ ፡ ከመ ፡ ያዕርጉ ፡ ቊርባን ፡ በእንተ ፡ እለ ፡ ሞቱ ፡ በሣልስት ፡ ዕለት ፡ ወበሳብዕት ። ወበ፲፱፻፳፭ ፡ በቤተ ፡ ክርስቲያን ፡ እሐቲ ፡ ጉባኤ ።

፮፻፺፬ ጴጥ ፡ ወበታሰዕት ፡ ዕለት ። ወበ፲፱፻፳፭ ፡ ዕለት ። ወከማሁ ፡ በግ ፡ ዕለት ። ወበተፍጻሜተ ፡ ጀቱ ፡ አውራኅ ።

፮፻፺፭ ወዘተሠርዐሃ ፡ ያእዜ ፡ በቤተ ፡ ክርስቲያንን ፡ እዕርኅ ፡ ቊርባን ፡ በዕለተ ፡ ተቀብረ ፡ ወበተፍ

ዝቡ ፡ ወገን ፡ ቢሆን ፡ ግን ፡ ከመቅደስ ፡ ውጭ ፡ ይሁን ። ከዚህ ፡ በኋላ ፡ ሊቀ ፡ ካህናቱ ፡ ወደአግዚአብሔር ፡ እየጸሰዩ ፡ አርሱንም ፡ በማመስገን ፡ ይጠን ።

፮፻፹፯ ከዚህ ፡ በኋላ ፡ ልዑካኑ ፡ ከመዝሙር ፡ ቃላት ፡ ከሐሰት ፡ የራቀ ፡ ስለትንሣኤ ፡ ከሚናገር ፡ ከአውነተኛው ፡ ተስፋ ፡ ወገን ፡ ደስ ፡ ስለምታሰኘው ፡ እምነት ፡ ያንብቡ ፡ (ይሰበኩ) ።

፮፻፹፰ ከዚህ ፡ በኋላ ፡ ሊቀ ፡ ካህናቱ ፡ እስታድም ፡ ያጸልይለት ፡ ጸሎቱንም ፡ ከጨረሰ ፡ በኋላ ፡ ሲሰናበት ፡ ያሳመው ፡ ክርሱም ፡ ቀጥሎ ፡ ከዚያ ፡ ያላት ፡ የተሰበሰቡት ፡ ያሳሙት ።

ከዚህ ፡ በኋላ ፡ ሊቀ ፡ ካህናቱ ፡ የዘይቱን ፡ ቅባት ፡ ያፍሰሰበት ፡ ስለርሱም ፡ የታወቀውን ፡ ጸሎት ፡ ይጸልይ ።

፮፻፹፱ ከዚህ ፡ በኋላ ፡ በመዓርግ ፡ ክርሱ ፡ ጋር ፡ የሚተካክል ፡ የቅዱስ ፡ ሰው ፡ ሬሳ ፡ በተቀበረበት ፡ በከበረ ፡ ቦታ ፡ ሥጋውን ፡ ይቅበሩት ።

፮፻፺ ረስጣ ፡ ፎ ፡ ጌታ ፡ በሦስተኛው ፡ ቀን ፡ ስለተንሣ ፡ ስለሞቱ ፡ ሰዎች ፡ በመዝሙርና ፡ በጸሎት ፡ በሣልስቱ ፡ መታሰቢያቸውን ፡ አድርጉ ።

፮፻፺፩ የሕያዋንንና ፡ የሙታንን ፡ መታሰቢያ ፡ በሰባተኛው ፡ ቀን ፡ አድርጉ ።

፮፻፺፪ ዳግመኛም ፡ በቀደሙት ፡ ሰዎች ፡ እምሳል ፡ በወሩ ፡ መጨረሻ ፡ አድርጉ ። ሕዝቡ ፡ ስለሙሴ ፡ እንደዚሁ ፡ አዘኑ ። ዳግመኛም ፡ በመታሰቢያቸው ፡ እምሳል ፡ በዓመቱ ፡ መጨረሻ ፡ አድርጉ ፡ ከሞተውም ፡ ሰው ፡ ገንዘብ ፡ ለንዳያን ፡ ሰጡ ፡ መታሰቢያ ፡ ይሆንሉት ፡ ዘንድ ፡ ዘዚያን ፡ ቀን ፡ ብትጠሩ ፡ በሥርዓትና ፡ አግዚአብሔርን ፡ በመፍራት ፡ ብሉ ።

፮፻፺፫ በስ ፡ ሕወ፩ ፡ ስለሞቱ ፡ ሰዎች ፡ በሦስተኛው ፡ ቀን ፡ ስለሰባተኛውም ፡ ቀን ፡ ቊርባን ፡ ሊያስቆርቡ ፡ ይገባል ። በ፲፱፻፳፭ ፡ ቀን ፡ እንዲት ፡ መሰብሰቢያ ፡ በምትሆን ፡ በቤተ ፡ ክርስቲያን ፡ ቊርባን ፡ ያስቆርቡ ።

፮፻፺፬ ጴጥ ፡ በዘጠኝኛው ፡ ቀን ፡ በ፲፱፻፳፭ ፡ ቀን ፡ እንዲሁም ፡ በአርብዓኛው ፡ ቀን ፡ ስሁለት ፡ ወር ፡ መጨረሻም ።

፮፻፺፭ በአኛ ፡ ቤተክርስቲያን ፡ የታዘዘም ፡ በተቀበረበት ፡ ቀን ፡ ቊርባን ፡ ማስቆረብ ፡ ነው ፡ በስድ

አንቀጽ : ፳፱ ።

በለ : ሙታን ።

ጸሜተ : ወርጎ : ወበተፋጸሜተ : ጌቱ : አው
ራጎ : ወበተፋጸሜተ : ዓመት ። ወፈድፋደስ ።
እመ : ተከሀሎሙ : ያዕርጉ : ቀርባናተ ። ጭ ።
ዕሰተ : እምዕሰተ : ተቀብረ : ወየሀሱ : ለንዳያን
ወዘወሰከ : ላዕሰ : ዝንቱ : ሎቱሂ : ወሰዘሞተሂ ።
ዶፈደፋድ : ዓሰቦሙ : በአምጣን : ጸሕቁ : ወፍ
ሥሐሁ : ሰምወት : ይከውን : በዝንቱ ።

፯፻፺፮

ዘኒቅያ : ጭወጃቱ : ወሰእመ : ሞተ : ፩ዱ : ኤጲስ
ቆጶስ : እምኤጲስቆጶሳት : ይሑሩ : ሊቀ : ካህ
ናት : ወሊቀ : ዲያቆናት : ቅድመ : ዓራተ : ግን
ዘቱ : በከመ : የሐውሩ : ደቀቅ : ቅድመ : ግን
ዘተ : አቡሆሙ ። ወእመ : ሞተ : ፩ዱ : እም
እሉ : ይሑር : ኤጲስቆጶስ : ቅድመ : ዓራተ ።
ግንዘቱ : በከመ : የሐውር : አብ : ቅድመ : ግን
ዘተ : ውሉዱ ። ወያንብብ : በግንዘተ : እሉ ።
እምን : ጸሎታት : በከመ : ይደልዎሙ ። ለመ
ምሀራን : ወሰአበው : ኔራን : መንፈሳውያን ።
ወየሀልዉ : በጊዜ : ግንዘቶሙ : ከሎሙ : መር
ዔት እሰመ : እሙንቱ : ኮኑ : ይሰመዩ : አበው
ሰኮሎሙ ።

፯፻፺፯

ወደሰዱ : መባከ : በዕሰተ : ሞቶሙ : ሰኮሎ ።
አብያተ : ከርስቲያናት : ወምኔታት : እሰ ።
ሀሰዉ : ውሰተ : ውእቱ : መካን : ከመ : ይዝከ
ርዎሙ : ወዝንቱ : ዘእንበለ : ግዘት ።

፯፻፺፰

ረሰጣ : ጃወጂቱ : ወኢይትእንተል : ፩ዱሂ ።
በእንተ : መቃብሩ : ሰሰብእ : አላ : የሀብ : ዓስ
ዘመ : ሰእሰ : ይከርዩ : ወየዐቅሱ : ውእተ ።
መካን : በጸሕቅ : ወደሴሰሎሙ : ኤጲስቆጶስ ።
እምዘ : ይትወሀብ : ሰቤተ : ከርስቲያን ።

፯፻፺፱

ዘተሰሎንቁ : ዘ፲ወ፫ቱ : ወኢይደልወን : ከመ ።
ንጎዝን : በእንተ : እለ : ኖሙ : ከመ : ከሎሙ ።
አሕዛብ : እለ : አልቦሙ : ተሰፋ ።

፳፻

ዘቆሮንቶስ : ጌቱ : እሰመ : ኅዘን : ዘይከውን ።
በእንተ : እግዚአብሔር : ያረብጎ : ንሰሐሁ ።
ለሕይወት : ውኅዘንኒ : ዘይከውን : በእንተ ።
ዓሰም : ያረብጎ : ሞተ ።

፳፻፩

በሰ : ሃወኔቱ : መጅ : ፺ : ወለካህን : ሰእመ ።
ሞተ : ፩ዱ : እምአዝማዲሁ : ኢይተከዝ : ላዕ
ሌሁ : ከመ : ተረፈ : አሕዛብ : ወኢይሰጥጥ ።
አልባሊሁ : ወኢያዝልፋ : ብካዩ : ወኢይንጸ ።
ሥዕርተ : ርእሱ : አላ : ያእኮቶ : ለእግዚአብ
ሔር : ብዙን : ወይኮን : ተዓጋሄ፣ በመከራሁ ።

ስት : ወርና : በዓመቱም : መጨረሻ : ይልቁ
ንም : ቢቻላቸው : ከተቀበረበት : ቀን : ጀምሮ ።
ጭ ። ቀን : ቀርባን : ያስቆርቡ ። ለንዳያንም ።
ይሰጡ : በዚህም ። ላይ : የጨመረ : እንደትጋቱ ።
መጠን ። የእርሱም ። የሚቸም ። ዋጋቸው ። ይሰ
ዛል ። የሚቸም ። ተድላ ። ይሰታ ። በዚህ ። ይሆ
ናል ።

፯፻፺፯

ኒቅያ : ጭ : ከኤጲስቆጶሳቱ : ወገን : አንዱ : ኤጲ
ስቆጶስ : ቢሞት : ልጆች : በአባታቸው ። ራሳ ። ፊት
አንደሚሄዱ ። ሊቀ : ካህናተና ። ሊቀ : ዲያቆኑ ።
ራሳው ። ባለበት ። አልጋ ። ፊት ። ለፊት ። ይሂዱ ።
ከእነርሱ ። አንዱ ። ቢሞት ። አባት ። በልጁ ። አስ
ከራን ። ፊት ። እንደሚሄድ ። ኤጲስቆጶስ ። በአ
ስከሬኑ ። ፊት ። ይሂድ ። እነዚህ ። በሚገነዙ
በት ። ጊዜ ። ከጸሎት ። ወገን ። ለመምሀራንና ።
መንፈሳውያንም ። ለሆኑት ። ሰደጋጉ ። አባቶች ።
እንደሚገባቸው ። ያንብብ ። (ይደገም) ። ግንዘ
ታቸው ። በሚደገምበትም ። ጊዜ ። ምእመናን ።
ሁሉ ። ይገኙ ። (ይኑሩ) ። እነርሱ ። የሁሉ ። እባ
ቶች ። ይባላሉና ።

፯፻፺፰

በጸሎት : ያስቧቸው ። ዘንድ ። በዚያ ። ቦታ ።
ላሉት ። ገዳማትና ። አብያተ ። ከርስቲያናት ።
ሁሉ ። በሞቱበት ። ቀን ። መባእ ። ይውሰዱ ።
ይኸውም ። ያልተወገዘበት ። ነው ።

፯፻፺፯

ረሰጣ : ጃ፯ : አንዱስ : እንኳ ። ስለሰው ። መቃ
ብር ። ቸል ። አይበል ። መቃብሩን ። ለሚቆፋ
ሩና ። ያነን ። ቦታ ። (መቃብሩን) ። በትጋት ።
ለሚጠብቁ ። ሰዎች ። ዋጋቸውን ። ይሰጣቸው ።
እንጂ ። ኤጲስቆጶስም ። ለቤተ ። ከርስቲያን ።
ከሚሰጠው ። ገንዘብ ። ይመጣቸው ።

፯፻፺፱

ተሰሎንቁ : ፲፫ : ተሰፋ ። እንደሌላቸው ። እንደ ።
አሕዛብ ። ሁሉ ። ሰለሞቱ ። ሰዎች ። ልናዝን ።
እይገባንም ። (፩ኛ ። ተሰ ። ፱ ። ፲፫) ።

፳፻

ቆሮንቶስ : ፯ ። ሰለእግዚአብሔር ። የሚሆን ።
ኅዘን ። ፍጻሜው ። ሕይወትን ። ያበዛል ። ስለዓለ
ሙም ። የሚሆን ። ኅዘን ። ሞትን ። ያበዛልና ።
(፪ኛ ። ቆሮ ። ፯ ። ፲) ።

፳፻፩

በሰ ። ጃ፮ ። መጅ ። ፺ ። ካህን ። ከዘመዶቹ ።
ወገን ። አንዱ ። ቢሞት ። እንደቀሩት ። አሕዛብ ።
አይዘን ። ልብሱንም ። እይቅደድ ። ልቅሶን ። አያ
ዘውትር ። የራስ ። ጠጉሩን ። አይንጭ ። እግዚአ
ብሔርን ። ፈጽሞ ። ያመስግኘው ። እንጂ ። በመ
ከራውም ። እንደ ። ጸድቁ ። እንደ ። ኢዮብ ። ትዕ

አንተ፡ ሸ፻፳፯ ።

ሰለ፡ ሙታን ።


ከመ፡ አደብ፡ ጸድቅ ።
 ተፈጸመ፡ ክፍል፡ ቀዳማዊ፡ ዘውዳቱ፡ ሕግ፡
 መንፈሳዊ፡ ወለግግዚእነ፡ አኩቱት፡ ወከብር፡
 ወእምኔሁ፡ ንሰእል፡ ረድኤተ፡ ወጥጊና፡ ወሰ
 ብሐት፡ ለእግዚአብሔር፡ እስከ፡ ለዓለመ፡
 ዓለም፡ አሜን ።

ግሥተኛ፡ ይሁን ።
 መጀመሪያው፡ ክፍል፡ ተፈጸመ ። ይኸውም፡
 መንፈሳዊ፡ ሕግ፡ ነው፡ ለጌታችን፡ ከብር፡
 ምስጋና፡ ይግባው ። ከርሱም፡ ዘንድ፡ ረድኤት
 ንና፡ ጤናን፡ እንለምን ።
 ለእግዚአብሔር፡ ምስጋና፡ ይግባው ። እስከ፡
 ዘለዓለሙ፡ አሜን ።



በሰመ : አብ : ወወልድ : ወመንፈስ :
 ቅዱስ : ፩ዱ : አምላክ : ክፍል : ዳግ
 ማዋ : በእንተ : ምግባራት : እንተ :
 ይሜግቡ : ባቲ : ወእንተ : ይፈልጥዋ :
 ወእንተ : ይከልኡ : ኪያሃ : ወበእንተ :
 ማኅደር : ወናሁ : አቅደምን : ፈሊጠ :
 አናቅጸሁ : በክፍል : ቀዳማዊ ።

በአብ : በወልድ : በመንፈስ : ቅዱስ :
 ሰም : እንድ : አምላክ ። ሁለተኛ
 ክፍል ። ስለ : ምግባራት : ለይተው :
 ስለሚያስተዳድሩባትና : እርሷንም :
 ስለሚከለክሉባት : ስለቤትም አሠራር :
 ይናገራል ። እነሆ : እንቀጽኝን : በመ
 ጀመሪያው : ክፍል : ለይተን : ተናግ
 ረናል ።



አንቀጽ : ፳፱፻፲፭ ።

አንቀጽ : ፳፻ ።

በእንተ : መብልዕ : ወአልባስ : ወማኅደር :
 ወተግባረ : እድ : ዘይይሉ : ለመሢሐውያን ።

ሰለ : መብልና : ሰለ : ልብስ : ሰለ : ቤትም :
 ለከርሰተያኖች : ስለሚገባው : የእጅ : ሥራ ።

፳፻፪ ወመብልዕስ : በውሰተ : ሕግ : መሢሐዊት :
 አልቦ : ውስቴቱ : ሕርመት : ዘእንበለ : ዘከ
 ልኡ : ሐዋርያት : እምኒሁ : በመጽሐፈ : አብ
 ረከሲስ : ወበቀኖናሆሙ : በብሂሎቶሙ : ናሁ :
 ሠምረ : መንፈስ : ቅዱስ : ወሠመርን : ንሕ
 ነኒ : ካዕቦ : ከመ : እናንብር : ላዕሌከሙ :
 ዖረ : ከቡደ : ዘይፈደፍድ : ዘእንበለ : ዝንቲ :
 ዘተንድጉ : ኪያሁ : በግብር : ወውእቲ : ከመ :
 ትርጉቁ : እምበለዐ : ደም : ወሕኑቅ : ወመሥ
 ዋዕተ : ጣዖት : ወብላዐ : እርዌ ።

፳፻፪ ሐዋርያት : በግብር : ሐዋርያትና : በሲኖዶሳ
 ቸው : በግድ : ከምትተዉት : ከዚህ : በቀር :
 የበለጠ : ከባድ : ሸክም : በላያችሁ : እንዳና
 ኖር : እነሆ : መንፈስ : ቅዱስ : ፈቅዷል :
 እኛም : ደግሞ : ፈቀድን : ብለው : ከከለከሉት :
 በቀር : በከርስቶስ : ሕግ : የሚከለከል : መብል
 የለም ። (የሐዋ : ፲፮ : ፳፯ - ፳፱) ። ይኸውም :
 ደምን : ታንቆ : የሞተውን : ለጣዖት : የተሠ
 ዋውን : አውራ : የነከሰውን : ከመብላት : ትክ
 ለከሉ : ዘንድ : ነው ።

፳፻፫ ወለእሉሂ : የሐርምምሙ : በእንተ : ዘሀሎ :
 ውስቴቶሙ : እምሕማም : ነፍሳዊ : እስመ :
 ተሰናእዎ : ምስለ : መምለኪያን : ጣዖት : በበ
 ሊዐ : ዘይዘብሕዎ : ለእግልከት : ይከውን :
 ዘይሳተፎሙ : በእምልኮቶሙ : ወይስሕቦ :
 ዝንቲ : ኅብ : እምልኮ : ጣዖታት ። ወበእንተ :
 ዘሀሎ : ውስቴቱ : እምሕማም : ሥጋዊ : ወነፍ
 ሳዊ : እስመ : ይእቲ : ታማስን : ቲሰሕተ :
 ሥጋ : ማስኖ : ዘያበጽሕ : ኅብ : ሙስኖ : ፍጥ
 ረት : ወዓዲ : ትወስድ : ኅብ : ሀጉለ : አባል ።

፳፻፫ እኒህንም : የሚከለከሏቸው : በውስጣቸው :
 ነፍስን : (ሰውነትን) : የሚጎዱ ሕማም : ስላለ :
 ነው ። ለጣዖታት : የተሠዋውን : በመብላት :
 ጣዖትን : ከሚያመልኩ : ጋር : እንድ : መሆን :
 በእምልኮታቸው : እንድ : የሚያደርጋቸው :
 ይሆናልና ። ይህም : ጣዖትን : ወይ : ማምለክ :
 ይስበዋል ። ነፍስንም : ሥጋንም : የሚጎዱ :
 ሕማም : በውስጡ : ስላለ : ነው ። ይህች : መፈ
 ጠርን : ወደማጥፋት : በሚያደርስ : ጥፋት :
 የሥጋን : ባሕርያት : ስምምነት : ታጠፋለችና ።
 ዳግመኛም : አካልን : ወደማጉደል : ታደርሳ
 ለች ።

፳፻፬ ወእኮ : ዘእሕረምዋ : እስመ : ርኩስት : ይእቲ :
 በፍጥረታ : እስመ : እምፍጥረተ : እግዚአብ
 ሔር : ይእቲ ። ወናሁ : ተጽሕፈ : ለነ : በውስተ
 አረት : ዘይብል : “ወርእዩ : እግዚአብሔር :

፳፻፬ በተፈጥሮዋ : የረከሰች : ናት : ብለው : የከለከ
 ሏት : አይደለም ። እግዚአብሔር : ከፈጠረው :
 ፍጥረት : ወገን : ናትና ። እግዚአብሔር : የፈ
 ጠረው : ፍጥረት : ሁሉ : መልካም : እንደሆነ :

አንቀጽ : ፳፻ =

ኮሎ : ዘፈጠረ : ከመ : ሠናይ : ውሉተ” =
ወበወንጌልኒ : ይቤ : እግዚእነ : እኮ : ኮሎ :
ዘይበውእ : ውስተ : አፈ : ሰብእ : ዘይክል :
አርኮሶቶ : ወአፈ : ወርቅኒ : ይቤ : በአንተ :
ዝንቱ : እሰመ : እግዚእብሔር : አብጠለ : በዝ
ንቱ : ቃል : መብዝሳታ : ሰትኣዛዘ : እራት =

፳፻፳

ወያጸንዕ : ዘንተ : ምክረ : ዘተነግረ : በአብረከ
ሲስ : ወውእቱ : ቃለ : ሉቃስ : ወንጌላዊ :
ዘይቤ : ወዐርገ : ጴጥሮስ : መልዕልተ : ናሕስ :
ጊዜ : ፮ቱ : ሰዓት : ከመ : ይጸለ : ወነዊ : ርኅብ :
ወይፈቅድ : ይብላዕ : ወእንዘ : ያስተዳልዉ :
ሱቱ : መጽእ : ድቃስ : ላዕሌሁ : ወርእዩ :
ሰማዩ : ርኅወ : ወናሁ : ሞግሕት : ዘኡኑዝ :
በፀቱ : ጸንፈሁ : እምሳለ : ልብስ : ዐቢይ :
እንዘ : ይወርድ : ዲቦ : ምድር : ወሀሎ : ውስ
ቴቱ : ኮሎ : አንሰሳ : ዘፀቱ : እገሪሁ : ወኮሎ :
ዘይትሐወስ : ውስተ : ምድር : ወአዕዋፈ :
ሰማይ : ወመጽእ : ቃል : ኅቤሁ : ዘይብል :
ተንሥእ : እ : ጴጥሮስ : ሕርድ : ወብላዕ : ወይ
ቤሎ : ጴጥሮስ : ሐስ : ሊተ : እግዚእዩ : አሰመ :
ኢበላዕኩ : አነ : ግሙራ : ርኮስ : ወአደነሰ :
ወዳግመ : ጸውዖ : ወይቤሎ : “ዘእግዚእብሔር :
አንጽሐ : ኢታስተራኮስ : እንተ : ወኮነ :
ዝንቱ : ቃል : ቱተ : ጊዜያተ” =

፳፻፺

ወቅዱሳንሂ : መምህራን : አፈ : ወርቅ : ወካል
አኒሁ : አበው : ለበዉ : አምዝንቱ : ከመ :
መፍቅድ : ኮነ : ቦቱ : ፪ቱ : ምግባራት : ፩ዱ :
እምኒሆሙ : ዘኅቡእ : ወውእቱ : ከመ : እነ
ሐሊ : እምይእዜ : ከመ : አሕዛብ : አሰ : አኣ
ምኑ : ዓዲሆሙ : ርኮሳን : አሙንቱ : ዘእይይ
ልዎሙ : ለምእመናን : ተራክቦ : ምሰሌሆሙ :
በከመ : አዘዘ : ፍትሐ : ብሊት : ወካልእኒ :
ከሙት : ውእቱ : ከመ : ነሐሊ : ከመ : ኮሎሙ :
አንሰሳት : ንጹሐን : እሙንቱ : ወእንትክላእ :
እምተሴስዮ : ዘይደሉ : እምልባዌ : ጠባይዕ :
ወሲሳይኒ : በሙ : ሀሎ : ዘእንበሰ : በሊዐ :
ደም : ወሕኑቅ : ወመሥዋዕተ : ጣዖት : ወብ
ላዕ : እርዌ =

፳፻፺

ወብወሕ : ለነ : ከመ : ኢንትክላእ : እምነ :

ሰለ : መዘልና : ልብስ : ስላሳትም =

አዩ : የሚል : እነሆ : በእራት : ተጽፏልና =
(ዘፍ : ፩ : ፳፮) = በወንጌልም : ወደሰው : እፍ :
የሚገባ : ሁሉ : ሊያረከሰው : የሚችል : እይ
ደለም : ብሎ : ጌታችን : ተናግሮአል = (ማቴ :
፮ : ፲፮) = አፈ : ወርቅም : ስለዚህ : ነገር : እግዚ
አብሔር : በዚህ : ቃል : ከእራት : ትእዛዝ : ብዙ
ዉን : አሳለፈ : ብሏል =

፳፻፳

ይህንንም : ቃል : በግብረ : ሐዋርያት : የተነገ
ረው : ያጸናዋል = ይኸውም : ወንጌላዊ : ሉቃስ
አንዲህ : ብሎ : የተናገረው : ነው : ስድስት :
ሰዓት : ሊሆን : ጴጥሮስ : ሊጸልይ : ከሰገነት :
ሳይ : ወጣ : ያንጊዜ : ተርቦ : ሊበላ : ሽቶ :
ነበር = ምግቡንም : አስኪያዘጋጃለት : ድረስ :
አንቅልፍ : መጣበት : ሰማይ : ተከፍቶ : እዩ =
በታላቅ : ልብስ : እምሳል : በአራቱ : ማዕዘን :
የተያዘ : መጋረጃ : ወደምድር : ሲወርድ : እዩ =
በውስጡ : እራት : እግር : ያለው : እንሰሳ :
በምድር : የሚንቀሳቀስም : ሁሉ : የሰማይ :
ወጮችም : እሉ = ጴጥሮስ : ሆይ : ተነሥ : አረ
ድና : ብላ : የሚል : ቃል : ወደርሱ : መጣ =
ጴጥሮስም : ጌታዬ : ሆይ : አኔ : ንጹሕ : ያል
ሆነ : የረከሰ : ምግብ : ከቶ : በልቼ : እላውቅ
ምና : ልበላ : እይገባኝም : እለው = ዳግመኛም :
ጠርቶ : እግዚእብሔር : ያንጸውን : እንተ : አታ
ርክሰው : እለው = ይህም : ቃል : ሦስት : ጊዜ :
ሆነ = (የሐዋ : ፲ : ፱ - ፲፪) =

፳፻፺

ቅዱሳን : መምህራን : አፈ : ወርቅና : ሌሎችም
አባቶች : ከዚህ : የተነሣ : የሚያስረፈጉ :
ሁለት : ነገሮች : እንዳሉበት : ተረዱ = ከእነር
ሱም : አንዱ : ስወር : ነው : ይኸውም : ገና :
ያላመኑ : አሕዛብ : በእራት : ሕግ : እንደታዘ
ዘው : ምእመናን : ሊገናኙዋቸው : የማይገባ
ቸው : ርኮሳን : እንደሆኑ : ከዛሬ : ጀምሮ : እን
ዳናሰብ : ነው = (ዘሌዋ : ፲፮ : ፩ - ፱ = ፳፪ : ፳፭ -
፶) = ሁለተኛው : ግን : ግልጽ : ነው : ይኸ
ውም : አእምሮ : ጠባይዕ : ያለን : ከመሆናችን :
የተነሣ : እንሰሳት : ሁሉ : ንጹሐን : እንደሆኑ :
በውተን : የሚገባውን : ከመመገብ : እንዳንከ
ሰክል : ነው : ደምን : ታንቶ : የሞተውን : ለጣ
ዖት : የተሠዋውን : ከአውራ : የተረፈውን :
ከመብላት : በቀር : ምግብነት : እነርሱ : አሳ
ቸው =

፳፻፺

አእምሮን : ወደማጥፋት : ባሕርይን : ወደማና
ወጽ : አካልን : ወደማጉደል : የሚያደርስ

ሰለ : መብል፣ ልብስ : ስለዐትም ።

ሁሉ : ግብር : ዘንጋለ : ዘእሕረሞ : ፍትሐ :
 ሕግ : በእንተ : ከዋናቱ : ዘያበጽሕ : ኅብ :
 ሙሰና : ሕሊና : ወአማሰኖ : ጠባይዕ : ወሙ
 ሰና : ሥጋ ። ወዝንቱ : ያትከፈል : ኅብ : ፪ቱ :
 ክፍል ። ፩ዱ : እምኒሆሙ : በእንተ : ዘኢይሜኒ :
 ለሲሳይ : ወኢሉመድጎኒት : አኮ : እምነ : እን
 ሰሳ : ባሕቲቲቱ : አላ : እምነ : በቀላትኒ : ካዕበ።
 ወዝንቱ : ዘከመ : እንሰሳት : እለ : በሙ :
 ሕምዝ : ወዘከመ : አራዊት : መሣጥያን : እለ :
 በሙ : ዕፍራት : ወመጥረጽ ። ወእለ : ይሴሰዩ :
 ሕምዛተ : ወበቀላተኒ : ቀተልያን : እለ :
 ያማሰንዎ : ለልብ : ወለሁሉ : ሥጋ : በበሲያቲ።
 ወላዕለ : ዝንቱ : ፍትሕ : እመ : ተረክበ : እምነ
 ዝንቱ : ክፍል : ፩ዱ : ያታ : ዘያማሰን : ጥዑዩ :
 ወይፌውስ : ድወዩ : ይትገንሥ : ጥዑይ : አም
 በሊያቱ : ወለድወይስ : ብወሕ : ከመ : ይብ
 ላዕ : እመንገለ : ያታ : መድኃኒት ። ወዳግማዊኒ
 ክፍል : ዘይናፍቅ : በመብልዕ : አው : ዘያናፍቅ
 ቢጾ : ለእመ : በልዕ : ኪያሁ ።

ስለሆነ : የሕግ : መጽሐፍ : ከከለከለው : በቀር :
 ከምግብ : ሁሉ : እንዳንከለከል : መሆን : ይገ
 ባናል ። (ዘሌዋ : ፲፩ : ፩ - ፵፯) ። ይህም : ከሁ
 ለት : ይከፈላል ። ከእነርሱም : እንዱ : ለምግብ
 ነትና : ለመድኃኒት : ስለማይጠቅም : ነው ።
 መክልከላችንም : ከእንሰሳት : ብቻ : አይደለም
 እንዲሁም : ከአትክልትም : ነው : እንጂ ። ይኸ
 ውም : መርዝ : ያላቸውን : እንሰሳት : የሚነጣ
 ጥቁ : አራዊትን : ጥፍርና : መውጊያ : ያላቸ
 ውንና : መርዞችን : የሚመገቡ : አራዊትን :
 እነዚህን : የመሳሰሉትን : ከመብላት : ከአትክ
 ልትም : ወገን : ቢበሏቸው : አእምሮ : የሚያ
 ጠፋትን : አካል : የሚያገድሉትን : ከመብላት :
 እንድንከለከል : ነው ። በዚህ : እንቀጽ : (ፍርድ)
 አትብሉ : ክተባለው : ወገን : እንዱ : ምግብ :
 ጤነኛ : ቢበላው : የሚጎዳ : በሽተኛ : ቢበላው :
 የሚፈውስ : ቢሆን : ጤነኛው : እርሱን : ከመ
 ብላት : ይከልከል ። በሽተኛው : ግን : የሚያድ
 ነው : ከመሆኑ : የተነሣ : ሊበላ : ይገባዋል ።
 ሁለተኛውም : ክፍል : እየተጠራጠረ : የሚበ
 ላውን : ወይም : እርሱ : በልቶ : ሌላውን : እን
 ዲጠራጠር : የሚያደርገውን : ሰው : ነገር : ይና
 ገራል ።

፳፻፳ ወለአሉ : ፪ቱ : አክፋል : አመረ : ጳውሎስ :
 ሐዋርያ : በብሂሎቱ : ውስተ : መልእክተ :
 ሮሜ : ዘ፲ወ፳ቱ ። ወለዘኮነ : ድኩመ : ሃይማ
 ኖት : አጽንዕዎ : ወኢትኩኑ : ኑፋቃነ :
 በልብክሙ : ወሁሉ : ዘይትአመን : ከመ :
 ሁሉ : ግብር : ብወሕ : ለበሊዕ : ይብላዕ :
 ሁሉ ። ወድኩምስ : በፈቃዳቲሁ : ይሴሰይ :
 ሐምለ : ወኢያመንኖ : ዘይበልዕ : ሁሉ : ለዘኢ
 ይበልዕ ። ወኢያኩንኖ : ዘኢይበልዕ : ለዘይበ
 ልዕ : እሰመ : እግዚአብሔር : ኅቢሁ ። ወናሁ :
 ተዐውቀ : ወእነ : አትአመን : በእግዚእነ : ኢየ
 ሱስ : ክርስቶስ : ከመ : አልዕ : ርኩስ : በኅቢሁ
 ምንትኒ ። ወባሕቱ : እመቦ : ብእሲ : ዘይትሔ
 ዘብ : ከመ : ርኩስ : ውእቱ : ሎቱ : ለባሕቲቱ :
 ይከውን : ርኩስ : እሰመ : ሁሉ : ግብር :
 ንጹሕ : ውእቱ : ወባሕቱ : እኩይ : ለብእሲ :
 ሰበ : በልዕ : በዕቅፍት ። አመስ : ኢሠናይ :
 ውእቱ : ኢንብላዕ : ሥጋ : ወኢንስተይ :
 ወይነ : ወኢናምጽእ : ግብረ : ካልእ : ዘይትዓ

፳፻፳ ለእነዚህ : ለሁለቱ : ክፍሎችም : ሐዋርያው :
 ጳውሎስ : በሮም : መልእክቱ : በ፲፬ኛው : ምዕ
 ራፍ : እንዲህ : ብሎ : አመለከተ ። ሃይማኖተ :
 ደካማ : የሆነውን : ሰው : ቻሉት ። አጽናኑትም :
 በልባችሁም : ተጠራጣሪዎች : አትሁኑ ።
 ሁሉን : ሊበሉት : እንደሚገባ : የሚያምን :
 ሰው : ሁሉን : ይብላ ። የሚጠራጠር : ግን :
 እንደፈቃዱ : ቅጠል : ይብላ ። ሁሉን : የሚበ
 ላው : የማይበላውን : አይንቀፈው ። የማይበላ
 ውም : በሚበላው : አይፍረድበት ። እግዚአብ
 ሔር : በእርሱ : ዘንድ : እንዳለ : እነሆ : ታውቋ
 ልና ። እኔ : በጌታችን : በኢየሱስ : ክርስቶስ :
 ምንም : ርኩስ : ምግብ : እንደሌለ : አምናለሁ ።
 ነገር : ግን : ርኩስ : እንደሆነ : የሚጠራጠር :
 ሰው : ቢኖር : ፍጥረት : ሁሉ : ንጹሕ : ነውና :
 ለእርሱ : ብቻ : ርኩስ : ይሆንበታል ። ለሰው :
 ከፋ : የሚሆንበት : ግን : እየተጠራጠረ : መብ
 ላቱ : ነው ። እየተጠራጠሩ : መብላት : የሚ
 ጎዳ : ከሆነስ : ሥጋ : እንብላ : ወይንም : እን

አንቀጽ፡ ፳፫ ።

ቀፋ፡ ቦቱ፡ አጋዊነ፡ ወዘበ፡ ናፈቀ፡ ለአመ፡ በልዑ፡ ይትኳነን፡ አሰመ፡ ኢገብረ፡ ዘንተ፡ በሃይማኖት፡ ወኮሉ፡ ዘኢኮነ፡ በሃይማኖት፡ ኃጢአት፡ ውኢቱ።

፳፻፱ ወንሕነ፡ እ፡ ጉባኤ፡ ጽኑዓን፡ ይደልወነ፡ ከመ፡ ንፁር፡ ድካመ፡ ድኩማን። ወበብሂ ሎቱ፡ ካዕቦ፡ ውሰተ፡ መልእክቱ፡ ቀዳማዊ፡ ለሰብእ፡ ቆርንቶሊ፡ ዘጌቱ፡ ኮሉ፡ ግብር፡ ብወሕ፡ ሊተ፡ ወባሕቱ፡ ኢመፍትው፡ ከመ፡ እረሲ፡ ለመኑሂ፡ ሥልጣነ፡ በላዕሌየ፡ አስመ፡ መብልዕ፡ ንቡር፡ ለከርሥ፡ ወከርሥ፡ ንቡር፡ ለመብልዕ። ዘፀቱ፡ ወበእንተ፡ በሊዐ፡ ዘይዘ ብሉ፡ ለአማልክት፡ ንሕነ፡ ነእምር፡ ክመ፡ ጣዖት፡ ኢኮነ፡ ምንተኒ፡ ውሰተ፡ ዝንቱ፡ ዓለም። ወከመ፡ አልቦ፡ እምላክ፡ ዘእንበለ፡ ፩ዱ፡ እግዚአብሔር፡ ባሕቲቱ፡ ወባሕቱ፡ አእምሮተ፡ ግብርስ፡ ኢሀለወት፡ በገብ፡ ኮሉ፡ ሰብእ፡ ወመብልዕኒ፡ ኢያቀርቦነ፡ ንብ፡ እግዚ አብሔር፡ እሰመ፡ እኮ፡ በእንተ፡ ዘበላዕነ፡ ንሕነ፡ ዘንትዌስከ፡ ወኢበእንተ፡ ዘኢበላዕነ፡ አኮ፡ ዘነሐጽጽ፡ ዑቁ፡ ነጽሩ፡ ይእዜ፡ ከመ፡ ሥልጣንከመ፡ ዕቅፍተ፡ ለድኩማን። ወከ ማሁ፡ አመሰ፡ ኮነ፡ መብልዕ፡ ያስሕት፡ እኑየ፡ ኢይበልዕ፡ ሥጋ፡ ለዝለፋ፡ ከመ፡ ኢያ ስሕት፡ እኑየ። ዘጸወፀቱ፡ ወናሁ፡ ይደሉ፡ ሊተ፡ ኮሉ፡ ግብር፡ ወባሕቱ፡ እኮ፡ ኮሉ፡ ዘይ በቀግኒ፡ ወኮሉ፡ ምግባር፡ ብወሕ፡ ሊተ፡ ወባሕቱ፡ አኮ፡ ኮሉ፡ ግብር፡ ዘያሜኒ፡ ወየሐ ንጽ። ወኮሎ፡ ዘይሠይጡ፡ በምሥያጥ፡ ብልዑ፡ ወኢትሕትቱ፡ ዘእንተ፡ ሕሊናሁ፡ ለዝንቱ፡ እሰመ፡ ለእግዚአብሔር፡ ምድር፡ በምልእ። ወአመቦ፡ ዘጸውሀከመ፡ ፩ዱሂ፡ እም እለ፡ ኢየአምኑ፡ ወፈቀድከመ፡ ከመ፡ ትሑሩ፡ ብልዑ፡ አምኮሉ፡ ዘእቅረቡ፡ ለከመ፡ ዘእን በለ፡ ትሕትቱ። ወአመሰ፡ ይቤለከመ፡ ዝንቱ፡ ዝቡሕ፡ ለአማልክት፡ ኢትብልዑ፡ በእንተ፡ ቃለ፡ ዝኮ፡ ዘይቤለከመ። ወብሂሎቲኒ፡ ለጢ ሞተዎለ፡ ዘፀቱ፡ ወይትናገሩ፡ በሕሠም፡ ወየ ሐርመ፡ መብልዕተ፡ ዘፈጠረ፡ እግዚአብሔር፡ ለበቀግኔት፡ ወለአኩቴት፡ ለአለ፡ የአምኑ፡ ወየእምሩ፡ ጽድተ፡ እሰመ፡ ኮሉ፡ ዘፈጠረ፡

ሰለ፡ መብል፡ ልብብ፡ ሰለቤትም።

ጠጣ። ወንድሞቻችን፡ የሚጠራጠሩበትንም፡ ሌላ፡ ሥራ፡ አናምጣ። የሚጠራጠር፡ ግን፡ እየተጠራጠረ፡ ቢበላ፡ ይፈረድበታል። ይህን፡ አምኖ፡ አላደረገውምና። በሃይማኖት፡ ያልተ ደረገ፡ ነገር፡ ሁሉ፡ ኃጢአት፡ ነው። (ሮሜ፡ ፲፬፡ ፩- ፳፫)።

፳፻፱ በሃይማኖት፡ ጸንተን፡ የምንኖር፡ አኛም፡ የተ ጠራጣሪዎችን፡ ደካማነት፡ ልንታገሥ፡ ይገባ ናል። ዳግመኛም፡ ለቆርንቶስ፡ ሰዎች፡ በላ ክው፡ በመጀመሪያው፡ መልእክቱ፡ በጌኛው፡ ክፍል፡ አንዲህ፡ እለ። አነሆ፡ ሥራው፡ ሁሉ፡ ይገባኛል። ነገር፡ ግን፡ ማንም፡ በእኔ፡ ላይ፡ እንዲሰለጥንብኝ፡ አላደርግም። መብል፡ ለሆድ፡ ሆድም፡ ለመብል፡ ዝግጁ፡ ነው። (፩ኛ፡ ቆሮ፡ ፮፡ ፲፪)። በዘጠንኛውም፡ ክፍል፡ አንዲህ፡ እለ። ለጣዖታት፡ የተሠዋውንም፡ ስለመብላት፡ ጣዖት፡ በዚህ፡ ዓለም፡ ምንም፡ አንዳይደለ፡ አኛ፡ አናውቃለን። ከእንድ፡ ከእግ ዚአብሔር፡ ብቻ፡ በቀር፡ ሌላ፡ አምላክ፡ እን ደሌለ፡ አናውቃለን። ነገር፡ ግን፡ ይህን፡ ማወቅ፡ በሰው፡ ሁሉ፡ ዘንድ፡ የለችም። መብል፡ ወደ፡ እግዚአብሔር፡ እያቀርቦንም። አኛ፡ ስለበላን፡ የሚሠመርልን፡ ስላልበላንም፡ የሚጉድልብን፡ የለምና። ሥልጣናችሁ፡ (ናላ ጉታችሁ)፡ ለተጠራጣሪዎች፡ እንቅፋት፡ እን ዳይሆን፡ ዕወቁ፡ ተጠንቀቁ። እንደዚሁም፡ መብል፡ ወንድሜን፡ የሚያስት፡ ከሆነ፡ ወን ድሜን፡ እንዳላስት፡ ሥጋ፡ ለዘወትር፡ እል በላም። (፩ኛ፡ ቆሮ፡ ፮፡ ፩- ፲፫)። በጸጂኛውም፡ ክፍል፡ አንዲህ፡ እለ። እነሆ፡ ሥራው፡ ሁሉ፡ ይገባኛል። ነገር፡ ግን፡ ሁሉ፡ የሚጠቅመኝ፡ አይደለም። ሥራው፡ ሁሉ፡ ለእኔ፡ የተገባ፡ ነው። ነገር፡ ግን፡ ሥራው፡ ሁሉ፡ የሚዘጅ፡ የሚጠቅም፡ አይደለም። በገበያ፡ የሚሸጡትን፡ ሁሉ፡ ብሉ። ነገር፡ ግን፡ ለለዚህ፡ ሰው፡ ተጠራ ጣሪነት፡ አትመራመሩ። ምድር፡ በመላዋ፡ የእ ግዚአብሔር፡ ናትና። ካላመኑት፡ ወገን፡ የጠ ራችሁ፡ አንድ፡ ሰው፡ ቢኖር፡ ልትሂዱም፡ ብትወዱ፡ ባትመራመሩ፡ ያቀረቡላችሁን፡ ሁሉ፡ ብሉ። ይህ፡ ለጣዖት፡ የተሠዋ፡ ነው። ቢላችሁ፡ ግን፡ ስለነገራችሁ፡ አትብሉ። (፩ኛ፡ ቆሮ፡ ፲፡ ፳፫- ፳፱)። ለጢሞቴዎስም፡ በጸፈው በ፩ኛው፡ ክፍል፡ አንዲህ፡ ብሏል። ለሚያም

እንቀጽ ፡ ፳፫ ፡

እግዚአብሔር ፡ ሠናይ ፡ ውእቱ ፡ ወአልቦ ፡ ውስ
ቴቱ ፡ ምንትኒ ፡ ምኑን ፡ ሰበ ፡ ተወክናዎ ፡ በእ
ኩቴት ፡ ወኩሉ ፡ ይትቁደሰ ፡ በቃለ ፡ እግዚአብ
ሔር ፡ ወበጸሎት ፡

፳፻፲ በሰ ፡ ሃወጃቱ ፡ ወኢያርነት ፡ ቀሲሰ ፡ ወኤጲስ
ቆጵሰ ፡ ምንተኒ ፡ እምነ ፡ መባልዕት ፡ ነሎሙ ፡
ዘእንበለ ፡ ዳእሙ ፡ ዘየሐርምዎ ፡ ባሕቲቶሙ ፡
በእንተ ፡ እግዚአብሔር ፡ ወይይልምሙ ፡ ለመ
ሂሐውያን ፡ ወለካህናት ፡ እለ ፡ እምውስቴ
ቶሙ ፡ ወፈድፋደሰ ፡ ለመነኩሳት ፡ ከመ ፡ ኢይ
ጸመዱ ፡ ለዝነቱ ፡ ለብዝሃ ፡ ጾታ ፡ መባልዕት ፡
ዘዘዚአሁ ፡ ወኢትፋግዕት ፡ በጣዕሙ ፡ ወዪ
ናሁ ፡ ወልምላሜሁ ፡ ወጎብሩ ፡ ዘያጌገ ፡ ለላ ፡
ይሴሰዩ ፡ ለዘቀዱት ፡ በዘይቀውም ፡ ሥጋ ፡
ጎዳጠ ፡ መዋዕለ ፡ ወዘተረከበ ፡ ለብዙኃን ፡
በመካናቲሆሙ ፡ ወዘመናቲሆሙ ፡ ወእግዚእ
ነሂ ፡ ይቤ ፡ ምንትኑ ፡ ተደልዎ ፡ ወእስተሐ
ምም ፡ በግብር ፡ ብዙጎ ፡ በዝንቱ ፡ ዓለም ፡ ወዘ
ይትፈቀድሰ ፡ ጎዚሁ ፡ ጎዳጥ ፡ ውእቱ ፡ ወጆዱ ፡
ውእቱ ፡ ወሐዋርያሁኒ ፡ ተለዎ ፡ ወይቤ ፡ አከ
ለነ ፡ እምከመ ፡ ረከብነ ፡ ሲላየነ ፡ ወዓራዘነ ፡
ወእግዚእነሂ ፡ ካለበ ፡ ይቤ ፡ ተዓቀቡ ፡ እምጽ
ጋብ ፡ ወስካር ፡ ወወህበ ፡ ብዕዓነ ፡ ለርኑባን ፡
ወለዕሙአን ፡ በእንተ ፡ ጽድቅ ፡ ወረሰዩ ፡
እሜቶሙ ፡ መንግሥተ ፡ ሰማያት ፡

፳፻፲፩ ወበእንተ ፡ አልባሰኒ ፡ ናሁ ፡ ተነግረ ፡ በእንቲ
አሆሙ ፡ በበገጹ ፡ ዘይከውን ፡ እምኔሆሙ ፡
ወከልእ ፡ እምቀጠንት ፡ ዘያሠረግውዎሙ ፡ በጎ
ብራት ፡ ዘገለፉ ፡ ቦሙ ፡ ወከመ ፡ ይኩን ፡ ለመ
ልእከተ ፡ ቡተ ፡ መቅደስ ፡ ልብስ ፡ ወዓዳ ፡
ድልው ፡ ወከመሂ ፡ ኢይልበላ ፡ አንስት ፡ አል
ባስ ፡ እደው ፡ ወእደውኒ ፡ አልባስ ፡ አንስት ፡
ወኢይደዩ ፡ እደው ፡ ሕልቀታተ ፡ ውስተ ፡ አዓ
ብዓሊሆሙ ፡ ወኢእንስት ፡ ከመ ፡ ኢይልበላ ፡
ወርቀ ፡ ዘተገብረ ፡ በልብስ ፡ ዘያስተሚክሕ ፡

ሰለ ፡ መብልና ፡ ልብስ ፡ በለቤትም ፡

ኑና ፡ ጽድቅን ፡ ለሚያውቁ ፡ ለዎች ፡ ለጥቅ
ምና ፡ ለምሰጋና ፡ እግዚአብሔር ፡ የፈጠራቸ
ውን ፡ ምግቦች ፡ እየተወ ፡ ክፉ ፡ ነገርን ፡ ይናገ
ራሉ ፡ እግዚአብሔር ፡ የፈጠረው ፡ ፍጥረት ፡
ሁሉ ፡ በምሰጋና ፡ ከተመገቡት ፡ ርከሰት ፡ የሌ
ለበት ፡ ንጹሕ ፡ ነውና ፡ ሁሉም ፡ ዘእግዚአብ
ሔር ፡ ቃልና ፡ ዘጸሎት ፡ ይተደላል ፡ (፩ኛ ፡
ጢም ፡ ፬ ፡ ፫ - ፭) ፡

፳፻፲፪ በሰ ፡ ሃጀ ፡ እነርሱ ፡ ብቻ ፡ ስለእግዚአብሔር ፡
ብለው ፡ ከሚከለክሉት ፡ በቀር ፡ ቁሱ ፡ ኤጲስቆ
ጵስ ፡ ከመባልዕት ፡ ወገን ፡ ሁሉ ፡ ማንኛውንም ፡
መብል ፡ ርከሰ ፡ ነው ፡ አይበል ፡ ከእነርሱ ፡
ወገን ፡ ለሚሆኑ ፡ ለምእመናንና ፡ ለካህናቱ ፡
ይልቁንም ፡ ለመነኩሳት ፡ ዓይነቱ ፡ ልዩ ፡ ልዩ ፡
ለሚሆን ፡ ብዙ ፡ ምግብ ፡ ተገጥኞች ፡ እንዳይሆኑ ፡
ይገባቸዋል ፡ በጣዕሙ ፡ በመዓዛዉ ፡ በአለ
ባለሱ ፡ በሚያሰት ፡ መልኩ ፡ እንዳይደሰቱ ፡
መሆን ፡ ይገባቸዋል ፡ ሥጋ ፡ ለጥቂት ፡ ወራት ፡
ይቆም ፡ ዘንድ ፡ ለሚበቃ ፡ ያህል ፡ ይመገቡ ፡
እንጂ ፡ ለብዙዎች ፡ ሰዎች ፡ በዘመናቸውና ፡ በቦ
ታቸው ፡ የተገኘውን ፡ ይመገቡ ፡ እንጂ ፡ ጌታ
ችንም ፡ እንዲህ ፡ ብሏል ፡ በዚህ ፡ ዓለም ፡ ለብዙ
ሥራ ፡ መዘጋጀትና ፡ መጨነቅ ፡ ምንድን ፡
ነው ? ለእነርሱ ፡ የሚያሻው ፡ ጥቂት ፡ ነው ፡
ያውም ፡ አንድ ፡ ነው ፡ አለ ፡ (ማቴ ፡ ፲፮ ፡ ፳፮ ፡
ሉቃ ፡ ፲ ፡ ፵፩-፵፪) ፡ ሐዋርያውም ፡ ምግባችን
ንና ፡ ልብሳችንን ፡ ካገኘን ፡ ይበቃናል ፡ በማ
ለቱ ፡ መሰለው ፡ (፩ኛ ፡ ጢም ፡ ፮ ፡ ፳) ፡ ዳግመ
ኛም ፡ ጌታችን ፡ ከስካርና ፡ ከጥጋብ ፡ ተጠበቁ ፡
አለ ፡ (ሉቃ ፡ ፮ ፡ ፳፭ ፡ ማቴ ፡ ፳ ፡ ፵፰-፶) ፡
ስለጽድቅ ፡ ብለው ፡ ለሚራቡና ፡ ለሚጠሙ ፡ ብፅ
ዕናን ፡ ሰጠ ፡ ሞታቸውንም ፡ መንግሥተ ፡ ሰማያ
ትን ፡ አደረገ ፡ (ማቴ ፡ ፭ ፡ ፮ ፡ ሉቃ ፡ ፮ ፡ ፳፩) ፡

፳፻፲፫ ስለልብሶችም ፡ በያይነቱ ፡ እነሆ ፡ ተነገረ ፡
በቀለም ፡ ያሰጌጧቸውን ፡ ልብሶች ፡ ከመል
ልበስ ፡ ከልከለ ፡ ለቤተ ፡ መቅደስ ፡ ማገልገያ ፡
ነጭ ፡ ልብስ ፡ ይሆን ፡ ዘንድ ፡ ይገባል ፡ ሴቶች ፡
የወንዶችን ፡ ልብስ ፡ ወንዶችም ፡ የሴቶችን ፡
ልብስ ፡ እንዳይለብሱ ፡ ወንዶች ፡ በጣቶቻቸው ፡
የምንዝር ፡ ጌጥ ፡ ቀለበት ፡ እንዳይደርጉ ፡ ሴቶ
ችም ፡ ከወርቅ ፡ የተሠራ ፡ የሚያሰመካ ፡
ወርቀ ፡ ዘቦ ፡ ግምጃ ፡ እንዳይለብሱ ፡ ከልከለ ፡

አንቀጽ ፡ ፳፫ ፡

፳፻፲፪ ወያላበሱ ፡ ዕሙዳን ፡ ልብሰ ፡ ገዢ ፡ እምነ ፡ ፀምር ፡ ወዘይመሰሎ ፡ ለገንቱ ፡ ወበእንተ ፡ ጎሩያንሰ ፡ እፈለጠ ፡ እምነበ ፡ አይቱ ፡ መባሕት ፡ ሎሙ ፡ ወይይሉ ፡ ኩሉ ፡ ለለጅዱ ፡ ከመ ፡ ያልበሱ ፡ ወያህርገዉ ፡ ኩሉ ፡ ሕዝብ ፡ በፈቃድ ፡ በጣሶመ ፡ ዘመን ፡ ወስብእ ፡ መገብቱ ፡

፳፻፲፫ ወእይላዘሱ ፡ ካህናት ፡ ልብሰ ፡ ሐራ ፡ ወልብሰ ፡ ሐናጸ ፡ ወልብሰ ፡ ጠቢባን ፡ ወእምነ ፡ ዝንቱ ፡ ኩሉ ፡ እይደልዎሙ ፡ ለእርድእተ ፡ ክርስቶስ ፡ ከመ ፡ ያልበሱ ፡ ወይትዓቀቡ ፡ እምነ ፡ እሉ ፡ እልባሳት ፡ እሰመ ፡ እግዚእነ ፡ መሀርሙ ፡ ለእርዳእሁ ፡ ከመ ፡ እያብዝተ ፡ እልባሰ ፡ ወንእዶ ፡ ለዮሐንስ ፡ መጥምቅ ፡ በእንተ ፡ ዘእለብሰ ፡ እምነ ፡ እሉ ፡ ጎብራት ፡ ዘውእቶሙ ፡ እልባሰ ፡ ተድላት ፡ ወዘይመሰልዎ ፡ ትሩፋን ፡ ነቢያት ፡ ወሐዋርያት ፡ ቅዱሳን ፡ ጠቢባን ፡ ዘእለብሱ ፡

፳፻፲፬ ወናሁ ፡ ደቤ ፡ ዮሐንስ ፡ እፈ ፡ ወርቅ ፡ ለምእመናንሰ ፡ ይደልዎሙ ፡ ከመ ፡ ይትዓወቁ ፡ እምነ ፡ ማእደሙ ፡ ወሥርጋዌሆሙ ፡ ወነገሮሙ ፡ ወግእዞሙ ፡ ወዘይመሰልዎሙ ፡ ለእሉ ፡ እሰመ ፡ ሕግነ ፡ ናሁ ፡ እቀሙተነ ፡ ወእርኅቀተነ ፡ እምነ ፡ ዝንቱ ፡ ኩሉ ፡ ወጠቢብኒ ፡ ቅዱሰ ፡ ባስልዮሰ ፡ ደቤ ፡ ይይሉ ፡ ለነ ፡ ከመ ፡ ንሥራዕ ፡ ልብሰነ ፡ በዘንክድን ፡ ዕርቃነነ ፡ ወንትመጠው ፡ በዘይትፈጸም ፡ ፈቃድነ ፡ ወንድነን ፡ እምቀር ፡ ወዋለይ ፡ ወንዕቀብ ፡ ቀኖና ፡ ዕሙዳን ፡

፳፻፲፭ ወዐቂበ ፡ ዝንቱ ፡ ቀኖና ፡ ይይሉ ፡ ለነ ፡ ከመ ፡ ንትፈለጥ ፡ እምሕዝባውያን ፡ ወለሕዝባውያን ሰ ፡ ይኩን ፡ ዘይትረከብ ፡ ሎሙ ፡ ለመብዝሃቶሙ ፡ ወለመነኩሳትሰ ፡ ይኩን ፡ ልብሰሙ ፡ እልባሰ ፡ ፀምር ፡ ገዢ ፡

፳፻፲፮ ወበእንተ ፡ ማጎይራትኒ ፡ ይይሉ ፡ በእምባነ ፡ ዛቱ ፡ ሕግ ፡ ዘኮነት ፡ ለትሩፋን ፡ ወለመናንያን ፡ ኅላፍያተ ፡ ወዘዮኅሥሡ ፡ ነባርያተ ፡

ሰለ ፡ መብልና ፡ ልብሰ ፡ ስልቢትም ፡

፳፻፲፪ መናንያን ፡ ከጠጉር ፡ ወገን ፡ ዮተሠራ ፡ ደጓሳ ፡ ልብሰና ፡ ይህንንም ፡ የሚመሰለውን ፡ ያልበሱ ፡ ለሹማምት ፡ ግን ፡ ማንኛውንም ፡ እልለየም ፡ ሁሉን ፡ ሊለብሱ ፡ ይገባቸዋል ፡ ሁሉም ፡ ለእያንዳንዳቸው ፡ ሊለብሱ ፡ ይገባል ፡ ሕዝቡም ፡ የሹማምቱም ፡ ቤተሰቦች ፡ ዘመን ፡ ባሰገኘውና ፡ በወደዱት ፡ ልብሰ ፡ ያገጡ ፡

፳፻፲፫ ካህናት ፡ የወታደርና ፡ የእናጢ ፡ የጠቢባትንም ፡ ልብሰ ፡ እይልበሱ ፡ ክርስቶስን ፡ የሚያገለግሉ ፡ ካህናት ፡ ከዚህ ፡ ከተነገረው ፡ ሁሉ ፡ ሊለብሱ ፡ እይገባቸውም ፡ እንደ ፡ እነዚህ ፡ ያሉትንም ፡ ልብሶች ፡ ከመልበሰ ፡ ይከልከሉ ፡ ጌታችን ፡ ለደቀመዛሙርቱ ፡ ልብሰ ፡ እታብዙ ፡ ብሎ ፡ እስተምሮእቸዋልና ፡ (ሉቃ ፡ ፫ ፡ ፲ - ፲፩) ፡ ተለም ፡ የገቡትን ፡ እነዚህን ፡ ልብሶች ፡ ባለመልበሱ ፡ ዮሐንስ ፡ መጥምቅን ፡ እመሰግናታልና ፡ (ማቴ ፡ ፲፩ ፡ ፯ - ፲፩ ፡ ሉቃ ፡ ፯ ፡ ፳ - ፳፮) ፡ እነዚህም ፡ የተድላ ፡ ልብሶች ፡ ናቸው ፡ እንደ ፡ እርሱ ፡ ያልለበሱትንም ፡ ትሩፋን ፡ ነቢያትን ፡ ቅዱሳን ፡ ሐዋርያትን ፡ ጠቢባንንም ፡ እመሰግናቸው ፡

፳፻፲፬ እነዚህ ፡ ዮሐንስ ፡ እፈ ፡ ወርቅም ፡ እንዲህ ፡ እለ ፡ መነኮሳትሰ ፡ ከማዕዳቸው ፡ መቅለል ፡ ከልብሳቸው ፡ መጉሰቁል ፡ ከነገራቸው ፡ እለመሰብቀል ፡ ከጠባያቸው ፡ ማማር ፡ ይህንም ፡ የመሰለ ፡ ሥራ ፡ ከመሥራታቸው ፡ የተነሣ ፡ ሊታወቁ ፡ ይገባል ፡ እነዚህ ፡ ሕጋችን ፡ ወሰናናላችና ፡ ከመጥፎውም ፡ ሁሉ ፡ እርቃናላችና ፡ ብልሁ ፡ ቅዱሰ ፡ ባስልዮስም ፡ እንዲህ ፡ እለ ፡ ዕርቃናችንን ፡ የምንሸፍንበት ፡ ፈቃዳችን ፡ የሚፈጸምበትን ፡ ከሌሊት ፡ ቀር ፡ ከቀን ፡ ሐሩር ፡ የምንድንበትን ፡ ልብሰ ፡ ወሰነን ፡ ልንቀበል ፡ ይገባናል ፡ የመነኮሳትንም ፡ ሕግ ፡ ልንጠብቅ ፡ ይገባናል ፡

፳፻፲፭ ከሕዝባውያን ፡ እንለይ ፡ ዘንድ ፡ ይህን ፡ ሥርዓት ፡ መጠበቅ ፡ ለእኛ ፡ ይገባናል ፡ ለብዙዎቹ ፡ ሕዝባውያን ፡ ግን ፡ የተገኘው ፡ ይሁንላቸው ፡ ለመነኮሳት ፡ ግን ፡ ልብሳቸው ፡ ከጠጉር ፡ የተሠራ ፡ ደጓሳ ፡ ይሁን ፡

፳፻፲፮ ሰለ ፡ ቤቶችም ፡ አሠራር ፡ ነገር ፡ ኅላፈውን ፡ ዓለም ፡ ንቀው ፡ የማያልፈውን ፡ ለሚሹ ፡ መናንያን ፡ በዚች ፡ ሕግ ፡ መሠረት ፡ ሊዮን ፡ ይገ

አንቀጽ : ፳፫ ።

ይኩን : ሲሳዩሙ : ወዓራዞሙ : በከመ : ተሠርዐ : ሎሙ : ዘውእቱ : አስበሎተ : ምንዳቤ : ባሕቲቲ ። ወከማሁ : ፍትሕ : በእንተ : ገቢረ : ማጎደር : በዘትበቀሶ : ይእቲ : ለአለ : ይትጋብኡ : ባቲ : በዘተጎብእሙ : ወያለተጋብኡ : ሲላዮሙ : ዘተሠርዐት : ሎሙ ።

፳፻፲፮ ወአግዚእነሂ : ኢየሱስ : ክርሰቶስ : አዘዘ : ከመ : ይኩን : ሀልዎትነ : በተመበሎተ : ምግባራቲሁ : አመ : ሥጋዌሁ : እንተ : መዐረነ : ኪያሃ : ንሑር : በትሩፋት : በቃሉ : ወበምግባሩ ። ወይቤለነ : ሎቲስ : አልቦቲ : ማጎደር : ወአጎበ : ዘያለምክ : ርእሶ ።

፳፻፲፭ ወሐዋርያሁኒ : ዘተለዎ : ወደሶሙ : ለአለ : ዮንድሩ : ውስተ : ጸላዕት : ወግበበ : ምድር : ወደብ : አበመ : ኢይደልዎሙ : ዓለም ። ወቅዱሳንኒ : ወጠቢባን : ኮኑ : ይኃልቁ : ርእሶሙ : በዝንቱ : ዓለም : ከመ : ነጋድያን : ወፈላበያን : ወአማን : ውእቲ : ግብረ : ሕይወትነ : በዝንቱ : ዓለም : ይከውን : ከማሁ ።

፳፻፲፱ ወአፈ : ወርቅኒ : ደብ : በተግሣዱ : እስመ : ማጎደረ : እንግዳ : ወነጋድያን : ዕዉቅ : ውእቲ : በዘየጎሥሥዎ : ወደትገበር : ሎሙ : በአምጣነ : መፍቅዶሙ : ዘበውእቲ : ጊዜ ። ወዘሰ : ይራእያ : ለይእቲ : ማጎደር : ደኃራዊት : መለኮታዊት : ለማያዊት ። ውነሠሣ : ውነለየ : በልቡ : ከመ : ውእቲ : ኢይነብር : ውስተ : ዛቲ : ማጎደር : ምድራዊት : እንበለ : ጎዳጥ : ዘመን ። ለምንትኬ : ይፅዕር : በእንተ : ርኒበ : ዛቲ : ማጎደር : ወጽንግታ : ወለምንት : ይኒለሕ : በእንተ : ዘየጎልፎ : እንዘ : መለተሠንዶ ።

፳፻፳ ወበእንተ : ግብረ : እድለ : ኮለንታሁ : ብውሕ : ውእቲ : ዘእንበለ : ዳእሙ : ዘይትቃረና : ለፈቃዶ : ሕግ : እምግባራት : ዓለማውያት : ዘከመ : ሥራይ : ወጠንቀሎ : አው : ግብር : ከመ : ገቢረ : ጣዖት : ወንዋያቲሁ : ወጸዋዕያን : ወጠንቋልያን : ወዘፋንያን : ወዘከመ : ተውኔት : ወአጽሕሶ : በእግር ።

፳፻፳፩ ወከማሁ : ይዚ : አቡሊዲስ : በቀኖናቲሁ : ኒወ

ስለ : መብልና : ልብስ : ስለቤትም ።

ባል ። ምግባቸውና : ልብላቸውም : እንደተወሰነላቸው : ይሁን ። ይኸውም : ችግርን : ማቅለል : ብቻ : ነው ። ስለቤት : አሠራር : የሚወስነውም : ሥርዓት : ለሚኖሩባት : ሰዎች : የምትጠቅም : መጠለያ : ትሆንላቸው : ዘንድ : የተወሰነላቸውንም : ምግብ : ለማኖር : የምትችል : ትሆን : ዘንድ : ነው ።

፳፻፲፯ ጌታችን : ኢየሱስ : ክርስቶስም : በሥጋዌው : ጊዜ : በትሩፋት : እንደንኖር : እነዋራችን : በቃሉም : በምግባሩም : ያስተግረንን : እርሱ : ይሠራው : የነበረውን : አስመስሎ : በመሥራት : ይሆን : ዘንድ : አዘዘ ። እርሱ ። ማደሪያ : ወይም : ራሱን : የሚያስጠጋበት : እንዳልነበረው : ነገረን ። (ማቴ : ፮ : ፳) ።

፳፻፲፰ እርሱን : የተከተለው : ሐዋርያውም : በዋሻና : በፉርከታ : የሚኖሩትን : ሰዎች : ዓለም : የማይገባቸው : እኒህ : ናቸውና : ብሎ : አመሰግናቸው ። (ዕብ : ፲፩ : ፱፮) ። በዋቂዎች : ቅዱሳንም : ራላቸውን : በዚህ : ዓለም : እንደ : መሸ : አዳሪዎች : እንደ : ስደተኞች : የሚቆጥሩ : ሆኑ ። በዚህ : ዓለም : የሕይወታችን : ሥራ : በእውነት : እንደዚሁ : ይሆናል ።

፳፻፲፱ አፈ : ወርቅም : በተግሣዱ : እንዲህ : አለ ። ለእንግዳችና : ለመንገደኞች : የሚያሻቸው : ማደሪያ : የታወቀ : በለዩነ : በዚያ : ጊዜ : በሚያሻቸው : ልክ : ይላዩንላቸዋል ። በኋላ : ዘመን : መለኮት : የሚያወርሉትን : ያችን : ለማያዊቱን ቤት : በዓይነ : ልቡና : ያያት : ስው : በዚች : በምድራዊቱ : ቤት : ከጥቂት : ዘመን : በቀር : እንደማይኖርባት : እያወቀ : በለዚች : ምድራዊት : ቤት : ለበፋትና : ለጸናቲ : ለምን : ይጨነቃል ? ። አምሮ : ላለ : በለሚያልፈውለ : ዓለም : ለምን : ያዝናል ? አለ ።

፳፻፳ ለለ : ተግባረ : እድ : ግን : በዓለም : ከሚሠሩ : ሥራዎች : የሕግን : ፈቃድ : ከሚቃወማት : ሥራ : በቀር : ሁሉን : ሊሠራ : ይገባል ። ይኸውም : እንደ : ሥራይ : እንደ : ጥንቁላ : ወይም ጣዖትንና : መገልጋያዎቹን : እንደመሥራት : እንደ : ጋኔን : ላበዎችና : እንደ : ጠንቋዮች : እንደ : ዘፋኞች : እንደ : መጥፎ : ጨዋታ : በአግባብ : እንደማሸብሸብ : ካልሆነ : በቀር : ነው ።

፳፻፳፩ አቡሊዲስም : ከቀኖናዎቹ : በ፲፩ኛው : ክፍል :

አንቀጽ : ፳፫ :

፩ዱ : ወነሱ : ነሃቤ : ብሩር : ይትወቀብ : ከመ :
እይግዛር : ጣዖተ : ወእይኩን : ነሃቤ : ምሰል :
ወእሆዓሌ : ወእለ : ተርፉ : ኪናተ :
ወለእመ : ቀረክበ : ፩ዱሂ : እምድጎረ : ጥም
ቀት : እንዘ : ይገብር : ዘከመዝ : ግብረ : ዘእ
ደሉ : ሰብእ : ይትፈለጡ : እስከ : ይኔስሑ :

፳፻፳፪ ሥርዋጽ : ነገሩ : ቀኖናት : ዘተጽሕፉ : ለመ
ሢሐውያን : ዘ፲ወ፱ፋ : ጽ : እምትእዛዘ : ጳው
ሎስ : ነሱ : ዘይገብር : ግብረ : ጣዖት : ወእለ :
ደነፍት : እንዚራተ : ወዘፋንያን : ወመፍቀር
ያን : መዋዕ : ወዘይመስሎሙ : ይትገነሡ :
ወእመ : እኮ : ይጻኡ : ወዕወቅ : ውእቲ :
ከመ : ግብራት : ዘእቅደምን : ዘክሮቶሙ : እይ
ደሉ : ገቢሮቶሙ : እይፈቅድዎሙ : ሰብእ :
በጥዩቅ : ይኔይስ : ይትጋጥኡ : እሉ : እምደት
ጎጣእ : ሰብእ :

፳፻፳፫ ወዘይደሉስ : ለመሢሐውያን : እምን : ግብ
ራት : ለሕይወተ : ሥጋ : ፪ቱ : ክፍል : ፩ዱ :
እምኔዮሙ : ዘይትፈቀድ : ለበቀዔቲ : ሥጋ :
ወዝንቱ : ውእቲ : ዘረእ : ወዐጺድ : ለአስተጋ
ብእ : ሲሳይ : ወእሥግሮት : ወእኒም : ወሰ
ፍዩ : አልባስ : ወንድቀት : ወመጋብርት : ለማ
ጎደር : ወገቢረ : ፈውስ : ለረኪዘ : ጥዓና : ወእ
ሰሰሎ : ደዌያት :

፳፻፳፬ ወክፍል : ካልእ : በዘእትትፈጸም : ሎሙ :
ገቢረ : እሉ : ግብራት : ወአሥልጦታ : ወነሱ :
ዘይገብር : ዘእንበለ : በእሉ : ዘውእቶሙ :
ፀራቢ : ወነሃቢ : ወጸሓፈ : ወዘዮሐርዕ : ወበ
ዓለ : እቶን : ወነባዚ : ወበዓለ : ኅብር : ወመ
ምሀር : ወነጋዲ : እሰመ : ነገድስ : ይትፈቀድ :
በግብር : ለአፍልዕ : ዘዐሎ : ውስተ : አሐቲ
ሀገር : ኅበ : ካልእታ : ወደትለእከዋ : ላቲ :
ኖትያት : ወመስተገብራን : ወይደሉ : ከመ :
ይትመሀሩ : እምነሱ : ግብር : ዘእሉ : ግብ
ራት : ለእቅሞተ : መፍቅደ : ፅፀብ : ባሐቲቱ :

፳፻፳፭ ወእትሚጥ : ነሱ : ጸሕቀከ : በእንተ : እዝ
ርእት : ወበእንተ : እብዝኖ : ተክሰ : ፍሬያት :

ስለ : መብልና : ልብስ : ስልሀትም :

እንዲህ : አለ : እንጥረኛ : ሁሉ : ጣዖት : እንዳ
ይሠራ : ይክልከል : የጣዖተን : ምሰል : የሚ
ሠራና : የሚሥል : የቀሩትንም : ለጣዖት : የሚ
ያስፈልጉትን : ጥበባት : የሚሠራ : እይሁን :
እንድ : ሰው : እንኳ : ከተጠመቀ : በኋላ :
ምእመናን : ሊሠሩት : የማይገባውን : እንደ
ዚህ : ያለውን : ሥራ : ሲሠራ : ቢገኝ : በንስሐ :
እስኪመለስ : ድረስ : ከምእመናን : ይለይ :

፳፻፳፬ ሥርዋጽ : ለክርስቲያን : የተጻፉ : መጻሕፍት :
እንዲህ : ብለው : ተናገሩ : ከጳውሎስ : ትእ
ዛዝ : ፲፱ኛውና : ጽኛው : ክፍል : ጣዖትን :
የሚሠራ : ሰው : ሁሉ : ለጣዖት : እንዚራ :
የሚመተና : የሚዘፍኑ : ለጣዖቱም : በሚያደ
ርጉት : ውድድር : አሸናፊነትን : የሚወዱና :
ይዘን : የመሰለ : ሥራ : የሚሠሩ : ሰዎች : ሁሉ
ከዚህ : ሥራ : ይክልከሉ : አለዚያም : ከምእ
መናን : ይለዩ : እንደዚህ : ያሉት : ሥራዎች :
ሊሠሩ : አይገባም : ብለን : አስቀድመን : እን
ደተናገርንው : ሰዎች : በእርግጥ : የማይፈቅዱዋ
ቸው : መሆናቸው : የታወቀ : ነው : ሌላው :
ሰው : ከሚታጣ : እሊህ : በታጠቀ : ይሻላል :
ለሥጋ : ሕይወት : ያህል : ከሥራዎች : ውስጥ :
ለክርስቲያን : የሚገቡት : ሁለት : ክፍሎች :
ናቸው : ከእነርሱ : አንዱ : ለሥጋ : ጥቅም :
ሊሆን : የሚፈለግ : ነው : ይኸውም : ምግብን :
ለማዘጋጀት : መዝራትና : ማጨድ : ወጥመድ :
ማጥመድና : ልብስ : መሥራት : መስፋት :
ቤት : መሥራት : ለቤት : ሥራ : የሚያስፈል
ጉትን : መሣሪያዎች : ማዘጋጀት : ጣናን : ለማ
ግኘትና : ደዌን : ለማራቅ : መድኃኒት : ማዘጋ
ጀት : ነው :

፳፻፳፭ ሁለተኛውም : ክፍል : በእነዚህ : ካልሆነ : በቀ
ር : እሊህን : ሥራዎች : ለማዘጋጀት : የሚሠ
ራው : ሥራ : ሁሉ : የማይፈጸም : መሆኑን :
ይናገራል : እነዚህም : አናጠ : አንጥረኛ :
ጸሐፊ : ራዎታ : (ራዔይ) : እባት : አንዳጅ :
ጋጋሪ : ቀለም : እግቢ : አስተማሪ : ነጋዴ :
ናቸው : ንግዱም : እኮ : ከአንድ : ሀገር : የሚ
ገኘውን : ወደማይገኝበት : ሌላ : ሀገር : ለማድ
ረስ : በግድ : ያሻል : መርከቦችና : ግብራዎች :
ይገለገሉበታል :

፳፻፳፭ ግዳጅን : ለመፈጸም : ብቻ : ከእሊህ : ከተዘረዘ
ራት : ሥራዎች : ውስጥ : ይማሩ : ዘንድ : ይገ

አንቀጽ : ፳፬ ።

ሰለ : ፶ብቻ ።

ወአብዝኖ : ጸጌያት : ወአብእንተ : እንመት : ላዕለ : ኅብረቲ : ልብስ : ወአብዝኖ : እንመታት : ወአብእንተ : ሕንጻ : ወአሠርግዎ : ማኅደር : ወአፈድፍዶ : ስፍሐታ : ወተልዕሎታ ። ወናሁ : እመረ : በእንተ : ዝንቲ : ነገር : ትርጓሜ : አፈ : ወርቅ : ጠቢብ : ጊዜ ተርጎሞ : ስብሥራተ : ማቴዎስ ።

ባል ። ስለዘየነም : አሳብዘን : ሁሉ : ብዙ : ወደ መዝራት : የፍሬ : ተክሎችንና : የአበባ : ዛፎችን : አብዝቶ : ወደመትክል : ብዙ : ቀለም : ያላቸውን : ልብሶች : ወደመሥራትና : ሌላውንም : ልብስ : አብዝቶ : ወደመሥራት : ብዙ : ቤት : ወደመሥራት : ዜትን : ወደማስገጥ : ወርዶንና : ቍመቱን : ወደማሳደግ : ብቻ : አትመለስ ። እነዚህ : የሐንስ : አፈወርቅ : የማቲዎስን : ወንጌል : በተረጎመበት : አንቀጽ : የዚህን : ነገር : አስረዳ ።

አንቀጽ : ፳፬ ቅጽ ።

አንቀጽ : ፳፬ ።

በእንተ : ፍጥረት : ወሕዜ : ወአውሰቦ : ወዘዶተልዎ : ለዝንቲ ።

ሰለ : አስተጫጨትና : ማጫ : ስለመሰጠት : ስለማግባትና : ከግቢ : በኋላ : ስለሚደረገው ።

፳፻፳፮ ወውሎቲ : ፮ቲ : ምዕራፋት ። ምዕራፍ : ቀዳማዊ : እምቅድመ : ንንግር : በእንተ : ተዋሰቦ : ያደልወነ : ከመ : ንዝክር : ነገረ : ቀዳማዊ : እስመ : ለመፍቅድ : ቀዳማዊ : ቦቲ : ፪ቲ : ግብራት : ፩ዱ : እምኔሆሙ : ወሊዶ : ውሉድ : ለአትርፎ : ዘርእ ። ወደመርሕ : ነበ : ዝንቲ : ቃለ : እግዚአብሔር : ዘደቤሎሙ : ስእምኔው : ወስእምኔውት : ቀዳማውያን : ብዝኑ : ወተባዝኑ : ወአዶከውን : ዝንቲ : ዘእንበለ : በተራክቦ : ለወሊድ ።

፳፻፳፯ እርሱም : ስድስት : ምዕራፎች : አሉት ። መጀመሪያው : ምዕራፍ : ስለጋብቻ : ከመናገራችን : በፊት : የሚቀድመውን : ነገር : ልንናገር : ይገባናል ። ለመጀመሪያው : ፈቃድ : ሁለት : ሥራዎች : እሉትና ። ከሁለቱ : እንደ : ዘር : ለመተካት : ልጅ : መውለድ : ነው ። ለቀደሙ : አያቶች : ብዙ : ተባዙ : ያላቸው : የእግዚአብሔር : ቃል : ወደዚህ : ይመራል ። (ዘፍ : ፩ : ፳፰) ። ይኸውም : ልጅ : ለመውለድ : ያለፍካቤ : እይፈጸምም ።

፳፻፳፱ ወዓዲ : ሰበ : ተተክለት : ፍትወት : በጠባዶዕ : አንስሳዊት : ከመ : ይትፈጸም : ነሠሣ : ተራክቦ : ዘዶከውን : እምኔሁ : ዘርእ ። ወገንቲ : ላዕለ : ፪ቲ : መፍቅዳት : መጥዎ : ፍትወት : በተራክቦ : ለወሊድ : ወዳግማዊነ : ረድኤት : ዘትከውን : ማአክሰ : ውሰባን : ፩ዱ : እምኔሆሙ : ለካልኦ : በእንተ : እቅልሎ : ድካም : በዝንቲ : ሕደወት ። ወደመርሕ : ነበ : ዝንቲ : ቃሉ : ለልዑል : ዘደቤ : በእንተ : አዳም : አዶሜኒ : ከመ : ይኩን : አዳም : ባሕቲቲ : ንግበር : ሎቲ : ቢጸ : ዘዶረድኦ ።

፳፻፳፰ ዳግመኛም : በሰው : በአንስሳዊ : ባሕርዩ : የፈቲው : ያር : በጸናችበት : ጊዜ : ከእርሱ : የሚገኝለት : የፍካቤ : ፍላጎት : ይፈጸም : ዘንድ : ነው ። ይኸውም : ከሁለት : ይከፈላል ። እንደ : ልጅ : ለመውለድ : በሚገናኙበት : ጊዜ : ፈቃድን መስጠት : ነው ። ሁለተኛውም : በዚህ : ዓለም : ድካምን : ለማቅለል : አንዱ : ለአንዱ : የሚያደርገው : በተጋቡት : መካከል : የሚደረግ : መረዳዳት : ነው ። ልዑል : እግዚአብሔር : ለአዳም : ጓደኛ : እንፍጠርለት : አንጂ : ብቻውን : ሊዞን : አይገባም : ብሎ : የተናገረውም : ቃል : ወደዚህ : ይመራል ። (ዘፍ : ፪ : ፲፰) ።

፳፻፳፱ ወመፍቅድ : ቀዳማዊ : ዘአውሰቦ : በእንተ : ወሊዶ : ውሉድ : ወአብጥሎ : ፍትወት : ወተራድኦ : አው : ተጋብኦ ። ወአውሰቦሰ : በአምሳል : ነበ : ጥንተ : ነገድ : ያሔር : ንቢሃ : በጥንተ : ሕግ : ዘቀደመ : ተነግሮቲ : ወውሎቲን :

፳፻፳፰ ጋብቻን : ያሰፈለገው : መጀመሪያው : ነገር : ልጅን : ለመውለድ : ፍትወትን : ለማራቅ : ለመረዳዳትና : አንድ : ለመሆን : ነው ። እስቀድሞ : በተነገረው : በአራቱ : ሥርዓት : (ዘፍ : ፪ : ፳) ። ዳግመኛም : በኋለኛው : ዘመን : በተነ

አንቀጽ : ፳፱ =

ሰለ : ፶ብቻ =

ካዕበ : ዘይጎራዊ : ሕግ : ዘተነግረ : በፍጻሜሁ : ለገንቱ : ዓለም : ጎበ : ቺቱ : አከፋል : ይትከ ፈል =

፳፻፳፱ ክፍል : ቀዳማዊ : ሰበ : ኮነ : ውዕዮት : ዘፍት ወት : በብዙጥን : ዘያወድቅ : ውስተ : ተዓ ድዎ : ሕግ : ወአውሰቦሰ : በአርአያ : ከመዝ : ውእቱ : መፍትሔ : ይሔር : ንቢሃ : ወይመ ርሕ : በእንቲአሁ : ቃለ : ጳውሎስ : ሐዋርያ : ዘይቤ : በመልእክቱ : ለሰብእ : ቆርንቶስ : ቀዳማዊ : ዘኋቱ = “እቤሎሙ : ዘንተ : ስእለ : አልቦሙ : አንስት : ወለመበሰታት : ሠናይ : ሎሙ : አመ : ነበሩ : ከማየ : ወአመ : አይ ክሱ : ተዓግሦ : ስያውሰቡ : አሰመ : ሠናይ : አውሰቦ : እምዎይ : በፍትወት” = ወበብሂሎ ተኒ : በእንተ : መበለታት : ዐዋድያት : በመ ልእክቱ : ንቦ : ጫጭዎስ : ቀዳማዊ : ኛቱ : “አንሰ : አፈቅድ : ከመ : ይትዋሰባ : ውርዝ ዋት : እምኔሆን : ወይለዳ : ውሎደ : ወይመ ግባ : አብያተ፡ሆን : ከመ : አይርከብ : ጸላኢ : ምንተኒ : ምክንያተ : ሰላቅ” =

፳፻፴ ወዳግምኒ : አውሰቦሰ : ይደሉ : ንዲጎታ : ስዘይ ትከሠሉ : መዊዐ : ፍትወታት : አመ : እኮ : በአንተ : ሂሩተ : ቱሰሕት : አው : በአንተ : ሥነ : ልማዳቲሁ : አው : በእንተ : ሂሩተ : ተመስሎቱ = ወይመርሕ : ንቦ : ገነቱ : ቃስ : ጳውሎስ : ሐዋርያ : ለሰብእ : ቆርንቶስ : ቀዳ ማዊ : ኋቱ : “ በእንተ : ግብርስ : ዘጸሐፍከሙ : ሊቀ : በእንቲአሃ : ሠናይ : ውእቱ : ስብእሲ : አቀሪበ : እንስት : ወባሕቱ : ከመ : አይ ዘምወ : ይንበር : ብእሲ : ምስለ : ብእሲቱ : ወብእሲትኒ : ትንበር : ምስለ : ምታ = ወእብል : ዘንተ : ከመ : ዘይትከሠል : ስድኩማን : እኮ : በትእዛዝ : ምቱር = ወአንሰ : አፈቅድ : ኑመ : ነሉ : ሰብእ : ይኩን : ከማየ : በንጽሕ : ወባ ሕቱ : በከመ : ከፈሎ : እግዚአብሔር : እምነ : ጸጋሁ : ወቦ : እምኔሆሙ : ስዘከመዝ : ጸጋሁ : ወቦ : ስዘከመዝ : ሀብቱ : ወበእንተ : ድንግል ናሰ : አልቦ : በንቢየ : ትእዛዝ : በእንቲአሃ : እምነበ : እግዚአብሔር : ወባሕቱ : እመክር : በእንቲአሃ : ከመ : ብእሲ : ዘጸገም : እግዚአብ

ገረው : በወንጌል : ሥርዓት : (ማቴ : ፲፱ : ፭) = ጥንተ : ነገድን : በመምሰል : ወደርሷ : ይሄድ : ዘንድ : የሚደረግ : ግቢ : ከቺ : ይከፈላል =

፳፻፴፱ መጀመሪያው : ከፍል : በፈቲው : ያር : ብዙዎ ቼን : ሕግ : በማፍረስ : ውስጥ : የምትጥል : በሆነች : ጊዜ : ወንዱ : ወደሴቲቱ : መሄድ : እን ዲገባው : ይናገራል = በእምሳል : የሚደረገው : ግቢ : እንደዚህ : ነው = ይህንንም : ሐዋርያ : ጳውሎስ : ስቆርንቶስ : ሰዎች : በጻፈው : በመ ጀመሪያው : መልእክቱ : በኋኛው : ከፍል : የተ ናገረው : ወደዚህ : ይመራል = እንዲህም : እላ ቸው = ሚስት : የሌላቸው : ወንዶችና : ባል : የሌላቸው : ሴቶች : እንደእኔ : ሆነው : ቢኖሩ : ይሻላቸዋል = መታገሥ : ባይችሉ : ግን : ያግቡ በፈቲው : ያር : ከመቃጠል : ማግባት : ይሻላ ልና : (፩ኛ : ቆሮ : ፯ : ፰ - ፱) = ባል : ስለሌላ ቸው : ዘዋሪዎች : ሴቶችም : ስጢጭዎስ : በላከው : መልእክት : በኋኛው : ከፍል : ወጣ ቶች : ሴቶች : እንዲያገቡ : ልጆችንም : እንዲ ወልዱ : ቤታቸውንም : እንዲያስተዳድሩ : እወ ዳለሁ = ጠላት : የመሳሰሉት : ምክንያትን : ምንም : እንዳያገኝ : በማሰቱ : አሰረዳ = (፩ኛ : ጢሞ : ፭ : ፲) =

፳፻፵፱ ሁለተኛውም : ከፍል : ፀቱ : ባሕርያት : ስለመ ሰማግታቸው : ወይም : በጎ : ልማድ : ስላለው : ወይም : ስለምሳሌው : መልካምነት : የፈቲውን ያር : ድል : መንሣት : ለሚቻለው : ሰው : እለ ማግባት : እንዲገባ : ይናገራል = ወደዚህም : ሐዋርያ : ጳውሎስ : ስቆርንቶስ : ሰዎች : በመ ጀመሪያ : መልእክቱ : በኋኛው : ከፍል : የተና ገረው : ቃል : ይመራል = ስለጻፋችሁልኝ : ሥራስ : ሰው : ወደሴቶች : ባይቀርብ : መል ካም : ነው = ነገር : ግን : እንዳይሰሰኑ : ወንድ : ከሚሰቱ : ጋር : ይኑር = ሴትም : ከባላ : ጋር : ትኑር = ይብንም : ለደካሞች : እንደሚቻል : እናገራለሁ = በቀርጥ : ትእዛዝ : አይደለም = እኔ : ግን : ሰው : ሁሉ : በንጽሕና : እንደኔ : ሊሆን : እወዳለሁ = ነገር : ግን : እግዚአብሔር : ከጸጋው : እንዳደለው : ነው = ከእነርሱም : ሰዎ ታው : እንደዚህ : የሆነ : እስ = ሀብቱ : እንደ ዚህ : የሆነም : እስ = ስለ : ድንግልና : ግን : በእኔ ዘንድ : ስለርሷ : ከእግዚአብሔር : ትእዛዝ : የለም = ነገር : ግን : እግዚአብሔር : ያደለው :

አንቀጽ : ፳፬ ።

ሰለ : ጋብቻ ።

ሐር : ይኩን ፡ ምእመን ። ወባሕቱ ፡ እትሐዘብ ፡
 ከመ ፡ ዝንቱ ፡ ግብር ፡ ሠናይ ፡ በእንተ ፡ መከራ ፡
 ዘመን ፡ ወይኔይሶ ፡ ለብአሲ ፡ ይንበር ፡ ከመዝ ።
 ወአመ ፡ ኮንክ ፡ አ ፡ ብእሲ ፡ አሠረ ፡ በብአሲ
 ትክ ፡ ኢትጎሥሥ ፡ ተፈልጦታ ፡ ወእመሰ ፡
 ኮንክ ፡ ዘኢትፈቅድ ፡ ብአሲተ ፡ ኢትጎሥሥ ፡
 ኪያሃ ፡ እስመ ፡ ይከውን ፡ ምንዳቤ ፡ ወመከራ ፡
 በውሰተ ፡ ሥጋ ፡ ለእለ ፡ ሀለወ ፡ ከመዝ ። ወባ
 ሕቱ ፡ አንሰ ፡ አምሀከከሙ ፡ ወእብለክሙ ፡
 ዘንተ ፡ አ ፡ አንወዩ ፡ እስመ ፡ መዋዕል ፡ ናሁ ፡
 ቀርቦ ። ወበእንተ ፡ ዝንቱ ፡ እፈቅድ ፡ ዘእንበለ ፡
 ጎዘን ፡ ከመ ፡ ተሀልወ ። አስመ ፡ ዘአልቦቱ ፡
 ብአሲት ፡ ይሔሊ ፡ ለግብረ ፡ አግዚኡ ፡ ዘከመ ፡
 እፎ ፡ ያሠምሮ ፡ ለአግዚአብሔር ፡ ወዘሰ ፡ ቦቱ ፡
 ብእሲት ፡ ይሔሊ ፡ ለግብረ ፡ ዓለም ፡ ዘከመ ፡
 እፎ ፡ ያሠምራ ፡ ለብእሲቱ ።

፳፻፴፩

ወዝንቱ ፡ ይትከፈል ፡ አስመ ፡ ማአከለ ፡ ዘያወ
 ስብ ፡ ወማእከለ ፡ ድንግል ፡ ሀሎ ፡ ፍልጠት ፡
 ዕዉቅ ፡ እስመ ፡ እመ ፡ ኢኮነት ፡ ብእሲት ፡ ለብ
 አሲ ፡ ትሔሊ ፡ በእንተ ፡ ዘያቀርባ ፡ ኅበ ፡ አግ
 ዚአብሔር ፡ ከመ ፡ ትኩን ፡ ንጽሕተ ፡ በሥጋሃ ፡
 ወነፍሳ ፡ ወእንተሰ ፡ ላቲ ፡ ምት ፡ ትሔሊ ፡
 ለግብረ ፡ ዝንቱ ፡ ዓለም ፡ ዘከመ ፡ እፎ ፡ ታሠ
 ምሮ ፡ ለምታ ፡ ወአንሰ ፡ አቤ ፡ ዘንተ ፡ ለበቀ
 ዓትከሙ ፡ ወአኮ ፡ ከመ ፡ አሥግርክሙ ፡ ለተ
 ጎንቆ ፡ ዳእሙ ፡ ከመ ፡ ትጽሐቁ ፡ ዘልፈ ፡ ለቀ
 ሪብ ፡ ኅበ ፡ አግዚአከሙ ፡ በአርአያ ፡ ሠናይ ፡
 እንዘ ፡ ኢታስተሐምሙ ፡ ለግብረ ፡ ዝንቱ ፡
 ዓለም ። ወሰእመቦ ፡ ብእሲ ፡ ዘይሔሊ ፡ ከመ ፡
 ይከውኖ ፡ ሰላቀ ፡ ወየጎፍር ፡ በእንተ ፡ ድንግል
 ናሁ ፡ እስመ ፡ ኅለፎ ፡ ጊዜ ፡ አውሰቦ ፡ ይይልዎ ፡
 ከመ ፡ ያውስብ ፡ ወይግበር ፡ ወአኮነ ፡ መአብሰ ፡
 ወለእመሰ ፡ መተረ ፡ በሕሊናሁ ፡ ከመ ፡ ይዕቀብ
 ድንግልናሁ ፡ ኢያገብሮ ፡ መነሂ ፡ ከመ ፡ ይዕለ ፡
 እስመ ፡ ፈይፋይ ፡ ሠናየ ፡ ግብረ ፡ ገብረ ።
 ወኵሉ ፡ ዘይሚጡ ፡ ድንግልናሁ ፡ ለአውሰቦ ፡
 ሠናየ ፡ ገብረ ፡ ወዘሰ ፡ አመጠወ ፡ ድንግል
 ናሁ ፡ ለአውሰቦ ፡ አንተ ፡ ትኔይስ ፡ ፈይፋይ ፡
 ሠናየ ፡ ገብረ' ።

፳፻፴፪

ወሐዋርያሂ ፡ ተለወ ፡ ዘንተ ፡ ከመ ፡ ቃለ ፡ እግ
 ዚእነ ፡ ዘይቤ ፡ በወንጌል ፡ ቅዱስ ፡ ዘማቲዎስ ፡
 ዘሃወገቱ ፡ በተፍጻሚተ ፡ ምዕራፉ ፡ ዘይቤ ፡
 ኢስመ ፡ ቦ ፡ ሕጽዋን ፡ እለ ፡ ሐጻወ ፡ ርእሶሙ ፡

ሰው ፡ የታመነ ፡ ይሆን ፡ ዘንድ ፡ ስለርዕ ፡ እመ
 ክራለሁ ። ነገር ፡ ግን ፡ ሰለ ፡ ዘመን ፡ መከራ ፡
 ይህ ፡ ግብር ፡ መልካም ፡ እንደሆነ ፡ እጠራጠራ
 ለሁ ። ለሰው ፡ እንደዚህ ፡ ቢኖር ፡ ይሻለዋል ።
 ሰው ፡ ሆይ ፡ በሚሰትህ ፡ የታሠርህ ፡ ብትሆን ፡
 ልትለያት ፡ አትሻ ። ሴትን ፡ የማትወድ ፡ ከሆ
 ንኸ ፡ ግን ፡ እርዕን ፡ አትሻ ። በእንደዚህ ፡ ላሉ ፡
 ስዎች ፡ በሥጋ ፡ ጭንቅ ፡ መከራ ፡ ይሆናልና ።
 ነገር ፡ ግን ፡ ወንድሞቼ ፡ ሆይ ፡ ስለራራሁላችሁ ፡
 ይህን ፡ አልጋችሁ ። እነሆ ፡ ዘመን ፡ ቀርቧልና ።
 ሰለዚህ ፡ ያሉጎዘን ፡ ትኖሩ ፡ ዘንድ ፡ እወዳለሁ ።
 ሚስት ፡ የሌለችው ፡ እግዚአብሔርን ፡ አን
 ዴት ፡ ደስ ፡ እንደሚያሰኘው ፡ ለጌታው ፡ ሥራ ፡
 ያሰባልና ። ሚስት ፡ ያለችው ፡ ግን ፡ ሚስቱን ፡
 አንዴት ፡ ደስ ፡ እንደሚያሰኛት ፡ ለዓለም ፡
 ሥራ ፡ ያሰባል ።

፳፻፴፫

ይኸም ፡ ይከፈላል ፡ በሚያገባ ፡ መካከልና ፡
 በድንግል ፡ መካከል ፡ የታወቀ ፡ ልዩነት ፡
 አለና ። ሴት ፡ ለወንድ ፡ ካልሆነች ፡ በሥጋዋም ፡
 በነፍሷም ፡ የነጻች ፡ ትሆን ፡ ዘንድ ፡ ወይ ፡ እግ
 ዚአብሔር ፡ ስለሚያቀርባት ፡ ነገር ፡ ታስባለ
 ችና ፡ ባል ፡ ያላት ፡ ሴት ፡ ግን ፡ ባሊን ፡ አንዴት
 ደስ ፡ እንደምታሰኘው ፡ ለዚህ ፡ ዓለም ፡ ሥራ ፡
 ታስባለች ። በችግር ፡ ላጠምዳችሁ ፡ አይደለም ።
 ለዚህ ፡ ዓለም ፡ ሥራ ፡ ሳታስቡ ፡ በመልካም ፡
 አርአያ ፡ ወደጌታችሁ ፡ ለመቅረብ ፡ ዘወትር ፡
 ትተጉ ፡ ዘንድ ፡ ነው ፡ እንጂ ። የሚያገባበት ፡
 ጊዜ ፡ ስለአለፈበት ፡ መዘባበቻ ፡ እንደሚሆን
 በት ፡ የሚያሰብ ፡ ሰለድንግልናውም ፡ የሚያ
 ፍር ፡ ሰው ፡ ቢኖር ፡ እንዲያገባ ፡ ማድረግ ፡ ይገባ
 ዋል ። በደለኛም ፡ አይደለም ። ድንግልናውን ፡
 ይጠብቅ ፡ ዘንድ ፡ በአሳቡ ፡ ቢቆርጥ ፡ ግን ፡
 ቃሉን ፡ እንዲለውጥ ፡ ማንም ፡ አያገብረው ፡
 እጅግ ፡ ያማሪ ፡ ሥራ ፡ ሠርቷልና ። ድንግልና
 ውን ፡ ለማግባት ፡ የሰጠም ፡ ሁሉ ፡ መልካም ፡
 አደረገ ። ድንግልናውን ፡ ለማግባት ፡ ያልሰጠ ፡
 ግን ፡ እጅግ ፡ የበለጠች ፡ መልካም ፡ ሥራ ፡
 ሠራ ። (፩ኛ ፡ ቆሮ ፡ ፯ ፡ ፩ - ፴፱) ።

፳፻፴፬

ሐዋርያውም ፡ ጌታችን ፡ ማቴዎስ ፡ በጻፈው ፡
 በቅዱስ ፡ ወንጌል ፡ በሃጂኛው ፡ ምዕራፍ ፡ መጨ
 ረሻ ፡ ስለመንግሥተ ፡ ሰማያት ፡ ብለው ፡ ራሳ
 ችውን ፡ የሰለቡ ፡ አሉና ፡ ሊሸከም ፡ የሚችል ፡

አንቀጽ : ፳፬ ።

ሰለ : ፶፻፲፱ ።

በእንተ : መንግሥተ : ሰማያት : ወዘይክል :
 ከመ : ይቦር : ለይቡር ። ወዘንተ : ይቤ : በእ
 ንተ : ተሠጥዎተ : ቃሎሙ : ለእርድእት : ሰበ :
 ይቤልዎ : እመሰ : ከመዝ : ሥርዓተ : ብእሲ :
 ምሰለ : ብእሲቱ : ኢርቱፅ : ከመ : ያውሰቡ ።
 ወእይቤ : እግዚእን : በዝንቱ : ቃል : በእንተ :
 መቲረ : አባለ : ዘርእ : እሰመ : ዝንቱስ : ያር
 ጎቅ : እመንግሥተ : ሰማያት : በከመ : ተደመ :
 ገሥጾተ : ዝንቱ : ግብር : በኃበ : ተነግረ : ለተ
 ከልኦ : እምኔሁ : ዘንቡር : ቅድመ ። እላ : ይቤ :
 በእንተ : መቲረ : ገቢረ : ፍጻሜ : ለመቲረ :
 መፍቅዳት : ለበጸሕ : ኃበ : መንግሥተ : ሰማ
 ያት ። ወዓዲ : እምነ : ቃሉ : ዘንቡር : በብሥ
 ራተ : ማቴዎስ : ወማርቆስ : ወሉቃስ : “እሜን
 እሜን : እብላዝሙ : እልቦ : መነሂ : ዘዮነድግ :
 ብእሲቶ : በእንተ : መንግሥተ : ሰማያት :
 ወእይነሥእ : ዘዮንተ : ዝንቱ : ምክሶቢተ :
 ብዙነ : በዝ : ዓለም : ወበዘይመጽእኒ : ሕይ
 ወተ : ዘለዓለም” ።

፳፻፴፫ ወሣልሰኒ : አውሰቦሰ : ብወሕ : በከመ : ርእኒ :
 ለዘሀለወ : በክልኤቱ : ፍናዋት : ቀዳማውያን :
 ይትወወቅ : ከመ : ኢየዐይ : በእሳተ : ፍትወት :
 ወለዘእኮነ : ዕሩፈ : እምኔሃ ። ወይመርሕ : በእ
 ንተ : ዝንቱ : ቃስ : ሐዋርያ : ዘይቤ : ዘጅቱ :
 ወለእመ : ፈቀድከ : ከመ : ታውሰብ : እኮ :
 ዝንቱ : አበሳ : ወለእመ : ተወሰበት : ድንግል :
 ለብእሲ : እኮ : እበሳ : ላዕሌሃ : ካሰበ ። ሶብ :
 ፲ወ፩ጾ : ክቡር : ውእቱ : አውሰቦ : በዙሰሂ :
 ወለምሰካበሙኒ : እልቦቱ : ስዕበት ።

፳፻፴፬ በሰ : ጅቱ : ወአውሰቦሰ : እምድጎረ : በዕፀ :
 ድንግልናሁ : ጎፍረት : ውእቱ ። ዘዕንቆራ :
 ፲ወ፳ቱ : ወዙሉ : ዘበዕፀ : ከመ : ይዕቀብ : ድን
 ግልናሁ : ይፈጸም : ፈቃዳቲሁ : ወእመ : እኮ :
 ይከውን : ፍትሐ : ከመ : ዘእውሰበ : ጀተ : እን
 ስተ ። ወዝንቱ : ውእቱ : ቃል : ዘንቤ : እሰመ :
 እውሰቦ : ቀዳማዊ : ዘበእሐቲ : ብእሲት : ወእ
 ውሰቦሰ : ዳግማዊት : ካልእት : ተሐፅፅ : እምቀ
 ዳማዊት ። ወለዛቲ : ተሠርዐ : በቀኖናት : ከመ :
 ኢትኩን : ላቲ : በረከተ : ተከሊል : እሳ : ይግ
 በሩ : ጸሎተ : እስተሥርዮ ።

ይሸከም : ብሎ : እንደተናገረ : ይህን : ቃል :
 ተከተለ ። ደቀ : መዛሙርቱ : የወንድ : ሥርዓት :
 ከሚሰቱ : ጋር : እንደዚህ : ከዮነ : ሊያገቡ :
 እይገባም : ባሉት : ጊዜ : ስለጥያቄያቸው :
 መልስ : ይህን : ተናገረ ። (ማቴ : ፲፱ : ፲ - ፲፱) ።
 ጌታችን : ይህን : ቃል : እባስ : ዘርእን : ስለመ
 ቀረጥ : እልተናገረም ። ይህ : ከመንግሥተ :
 ሰማያት : ያርቃልና ። ከእርሱ : ለመከልከል :
 እስቀድሞ : በተናገረው : እንቀጽ : ይህ : ሥራ :
 እስቀድሞ : እንደተከለከለ ። ፈቃድን : በመ
 ተው : ወደመንግሥተ : ሰማያት : ለመድረስ :
 ማድረግን : ፈጽሞ : ስለመተው : ተናገረ :
 እንጂ ። ዳግመኛም : ስለመንግሥተ : ሰማያት :
 ብሎ : ሚስቱን : የተው : ማንም : ሰው : በዚህ :
 ዓለም : ስለዚህ : ፈንታ : ብዙ : ሰጥፍ : ድርብ :
 በሚመጣውም : ዓለም : የዘለዓለም : ሕይወ
 ትን : የማያገኝ : የለም : ብዬ : በእውነት : እነ
 ግራችኋለሁ : ብሎ : በማቴዎስ : በማርቆስ :
 በሉቃስ : ወንጌል : ከተጻፈው : ቃሉ : የተነሣ :
 ነው ። (ማቴ : ፲፱ : ፳፱ ። ማር : ፲ : ፳፱) ።

፳፻፴፫ ሦስተኛውም : ማግባት : ግን : እኛ : እንዳየ
 ነው : በቀደሙት : ሁለት : ግብራት : ላለ :
 ሰው : የተፈቀደ : ነው ። ከእርሷ : ያረፈ : ያል
 ሆነ : ሰው : በፈቲው : እሳት : እንዳይቃጠል :
 እንደሆነ : ይታወቃል ። ስለዚህም : ሐዋርያው :
 በጅኛው : ከፍል : ልታገባ : ብትወድ : ይህ :
 በደል : እይደለም : ያሰው : ቃል : ይመራል ።
 ዳግመኛም : ደንግል : ባል : ብታገባ : በደል :
 እይሆንባትም ። (ጆኛ : ቆሮ : ፮ : ፳፰) ። ሶብ :
 ፲፩ ። ግቢ : ሁልጊዜ : የከበረ : ነው : ለመኝታ
 ቸውም : ርዕሰት : የለበትም ። (ዕብ : ፲፫ : ፱) ።

፳፻፴፬ በሰ : ጅ ። ድንግልናዉን : ከተሳለ : በኋላ : ማግ
 ባት : ጎፍረት : ነው ። ዕንቆራ : ፲፰ ። ድንግል
 ናዉን : ይጠብቅ : ዘንድ : የተሳለ : ሁሉ : ፈቃ
 ዱን : ይፈጸም ። ባይፈጸም : ግን : ፍርድ :
 ሁለት : (ሚስት) : ሴቶች : እንዳገባ : ይሆናል ።
 የተናገርነውም : ቃል : ይህ : ነው ። መጀመሪ
 ያው : ግቢ : በእንዲት : ሴት : የሚሆነው :
 ነውና ። ከሌላይቱ : ጋራ : የምትሆነው : ሁለተ
 ኛይቱ : ግቢ : ግን : ከፊተኛይቱ : ታንሣለችና :
 ለዚች : የማስተሥርያ : ጸሎት : ያድርጉ :
 እንጂ : ተከሊል : እንዳይደርሰላት : በሕግ :
 ተጻፈ ።

አንቀጽ : ፳፱ =

ሰለ : ጋብቻ =

፳፻፴፭ በሰ : ግወፍቱ : ወእመሰሴ : ያፈ መንጢጥ : ዘኢ ነባቢ : ይትገነሥ : እምአውስቦ : ዳግማዊ : እፎ : እንከ : ፈድፋዶ : ይደሉ : ለእንሰባ : ነባቢ = ወበእንተ : ዘኢኮነት : ብውሕተ : ወበ እንተ : ዝንቱ : ፍና : ይደሉ : ዐቀበ : ዛቲ : ሕግ = እሰመ : ይእቲ : ታወርዶሙ : ለከቡራን : እምክብሮሙ : ዘውእቶሙ : ካህናት : ወይእቲ : ሎሙ : ትከውን : ምንንተ =

፳፻፴፮ ወአውስቦሰ : ሣልሰ : ምኑን : ውእቱ : ወአልቦ : ዘካቤነ : እምድንረዝ : እውስቦ : ሕጋዊ = ወተ ጋብአሂ : ማእከለ : እውስቦ : ዳግማዊ : እው : ዘይበዝህ : ኢይደሉ : እሰመ : ውእቱ : ዝሙት : ከሙት : ዘተነገረ : ወይትከሙት : እምዘ : ተዘ ክረ : በእንተ : ዘይትፈቀድ : ከዊነ : አውስቦ = እሰመ : እምድንረ : ኩነቱ : ይደሉ : ከመ : ኢይ ኩን : ተደምሮቱ : ዐእሙር : ዘእንበለ : ለእሰ ሰሎ : ሕግመ : ፍትወት : እው : ለጎሣሠ : ዘርእ : ዘይሠምሮ : ለእግዚአብሔር : ወዘይትቀ ነይ : ሎቱ : ወይትከሙት : ክዕበ : ከመ : ኢይ ደሉ : ፍንረት : ሰበ : ተዐውቀ : ግእዙ : እም ድንረ : ግብሩ : እምቲሳሔሁ : ወልባዌሁ : በእምጣነ : መዋዶቱ : ትሕዝብተ : ዘይከውን : እምአሁ : እምድንረ : ምንዳቤ : ፍትወት : ወተመውዶ : እምአሂ : እው : እምአጥፍአታ : ወዘይደሉ : እኅዞታ =

፳፻፴፯ ወዘይበዝህን : ነገር : ውስተ : ዝንቱ : አንቀጽ : እምቀኖናት : እሙራት : ዘአብጥሊሳት : በአና ቅጽ : ቀዳማውያን : ዘ፲ወ፳ዱ = ወእእምር : ከመ : መፍቅዳተ : አውስቦ : ቼቱ : እሙንቱ : እለ : ዝኩራን : ዘውእቶሙ : ከመ : ግብረ : ፈጣሪ : ጠቢብ : ልዑል : ወእምእለ : ተለውዎ : እግብርተሁ : ወኢረክብነ : ፎደ : እምእሉ : ዘይ ፈቅዳ : ለሕገ : አውስቦ : ዘእንበለ : ለከዊነ : ዘርእ : ባሕቲቱ =

፳፻፴፰ ወእመ : ኮነ : ብእሲ : ዘይደመር : ምስለ : ብእ ሲቱ : እምድንረ : ተከሥተ : ዕንሳ : ወዝንቱ : ኢርተዕ : ወኢብወሕ : ሎቱ : ወዘሂ : ይፈቅዳ : ኢይፈቅድ : ኪያሃ : ዘእንበለ : ተራድኦ : ባሕ ቲቱ = ወእመ : ኮነ : ግሙራ : ዕዉቀ : ዘይወ ድቅ : ዘኢኮነ : ተዋሕዶ : ቦቱ : ዘንተ : ዜና : ይሰማሶ : ውእቱ =

፳፻፴፱ ወእውስቦሰ : በእምጣነ : ፈቀዶሙ : ለእለ :

፳፻፴፭ በሰ : ግ። = የማይናገር : ያፈ : መንጢጥ : ከሁ ለተኛ : ግቢ : የሚርቅ : ከሆነ : ለሚናገር : እንሰባ : ምን : ያህል : ይገባው : ይሆን ? = ስለ ዚህም : ነገር : ያልተፈቀደች : ስለሆነች : ያችን ሕግ : መጠበቅ : ይገባል = ይሆች : ከቡራንን : ከከብራቸው : ታዋርዳችዋለችና = እነዚህም : ካህናት : ናቸው = ይሆችውም : ለእነርሱ : የተ ናቀች : ትሆናለች = (

፳፻፴፮ ቺኛ : ግቢ : ግን : የተናቀ : ነው = ከዚህም : በላይ : በእኛ : ዘንድ : ሕጋዊ : ጋብቻ : የለም = በ፪ኛው : ግቢ : ወይም : በሚበዛ : (በቺኛ) : ግቢ : መስብስብ : እይገባም = ይዘ : የተነገረ : ግልጥ : ዝሙት : ነውና = የጋብቻ : እኳኋን : ስለሚሻ : ከተነገረው : ቃል : የተነሣ : ይገለ ጸል = ይህ : ከሆነ : በኋላ : የታወቀ : ግንኙነቱ : የፈቲውን : ያር : ለማራቅ : ወይም : እግዚአብ ሔርን : ይስ : የሚያሰኘው : ለእርሱም : የሚገ ዛ : ልጅ : ለመውለድ : ካልሆነ : በተር : እን ዳይሆን : ይገባልና = ዳግመኛም : በፈቲው : ከመቸገር : ከእርሷም : ድል : ከመነሣት : ወይም : እርሷን : ከማጥፋትና : ከሚገባ : እር ሷን : ከመያዝ : በኋላ : ከርሱ : የሚሆን : ጥር ጥርን : እንደማሸነፉ : መጠን : ከጠባዩ : ከእ ሳቡ : (ከእስተዋይነቱ) : የተነሣ : ከሠራው : ሥራ : በኋላ : ጠባዩ : በታወቀ : ጊዜ : ማጨት : እንዳይገባ : (ይታወቃል) : ይገለጻል =

፳፻፴፯ ከታወቀ : ከአብጥሊሰ : መጻሕፍት : በዚህ : አንቀጽ : ከተነገረው : የሚበዛው : ነገር : በቀ ደሙት : በ፲፩ዱ : አናቅጽ : እለ = የተነገሩ : የጋብቻ : ፈቀዶች : ቺ : እንደሆኑ : እወቅ = እነ ርሱም : ጠቢብ : ልዑል : የሆነ : የፈጣሪ : ሥራ ዎች : ናቸው = ከተከተሉት : እገልጋዎቹም : ወገን : ልጅ : ለመውለድ : ብቻ : ካልሆነ : በተር : የጋብቻን : ሕግ : የሚሻት : አንድ : ለንኳ : እላገኘንም =

፳፻፴፰ ዕንሷ : ከታወቀ : በኋላ : ከሚሰቱ : ጋራ : ፋካቤ የሚያደርግ : ሰው : ቢኖር : ይህ : አገባብ : አይ ደለም = ለርሱም : አይፈቀድለትም = የሚሻ ትም : ለመረዳዳት : ካልሆነ : በተር : እርሷን : አይሻ = አንድነት : በሌለበት : የሚወድቅ : መሆኑ : ፈጽሞ : የታወቀ : ቢሆን : እርሱ : ይህን : ነገር : ይሰማ =

፳፻፴፱ እንደ : ወይዳ : ማግባት : ግን : ልዩ : ልዩ :

ተርፍ ፡ ሰብአ ፡ ዘሎሙ ፡ ባቲ ፡ መፍቅዳት ፡
 ካልአት ፡ ወአሙንቲ ፡ ላዕሰ ፡ ከፍላት ፡ ብዙ
 ኃት ፡ ። ። ፡ አምኔሆሙ ፡ ዘይፈቅዳ ፡ ለአውስቦ ፡
 በእንተ ፡ ጣዕመ ፡ ትፍግዕት ፡ ዘገኘርት ፡ ባሕ
 ቲታ ፡ ወኢይሔሊ ፡ ካልአ ፡ ዘእንበሌሃ ፡ ወኢ
 ይኔጽር ፡ ንቦ ፡ አፕርዮ ፡ ዘርአ ፡ ወኢ ንቦ ፡ ረድ
 ኤት ፡ አላ ፡ ። ። ፡ ዘይገብር ፡ አምክሊኦ ፡ ዕንሱ ፡
 ወተቦንዕ ፡ አመኒ ፡ አመንገሌዑ ፡ አው ፡ አመን
 ገለ ፡ ብአሲቲ ፡ ወተቦቀሩ ፡ በግብር ፡ ተደምሮ ፡
 ባቲ ፡ ወበንጽሮ ፡ ጣዕማት ፡ ባሕቲቲ ፡ ወይት
 ዔገሥ ፡ በእንተ ፡ ሥን ፡ ብአሲቲ ፡ ወዕቦሂ ፡
 ኮነት ፡ ንዳይተ ፡ አው ፡ ገሙራን ፡ ኮነ ፡ አዝማ
 ዲሃ ፡ አላ ፡ ትሣኒ ፡ መፍቅዶሙ ፡ ለአሉ ፡ አምድ
 ኅረ ፡ ብዙን ፡ መዋዕል ፡ ወቦ ፡ አምኔሆሙ ፡ ዘይ
 ፈቅድ ፡ አውስቦ ፡ በእንተ ፡ ብዝን ፡ ንዋይ ፡
 አው ፡ በእንተ ፡ ዕቦዩ ፡ ክብር ፡ አው ፡ በእንተ ፡
 ትምክህተ ፡ ዘመድ ፡ አው ፡ ለተደምሮ ፡ ወበእ
 ንተ ፡ ዝንቲ ፡ ። ። ፡ ዘይትዔገሥ ፡ ሕሠመ ፡ ራእዩ ፡
 ብአሲቲ ፡ በእንተ ፡ ፍቅረ ፡ ንዋይ ፡ ወኢይዘከር
 ኅገረ ፡ አዝማዲሃ ፡ ወቦ ፡ አምኔሆሙ ፡ ዘይወ
 ስብ ፡ በእንተ ፡ ክብር ፡ አዝማዲሃ ፡ ወኢይዘ
 ከር ፡ ንደታ ፡ ወኢዕቦይ ፡ አዝማዲሃ ፡ ወቦ ፡
 አምኔሆሙ ፡ ዘይስተዋሰዕ ፡ መቢብ ፡ አቡሁ ፡
 አው ፡ መኰንን ፡ ዘአዑ ፡ አው ፡ ካልአኒሁ ፡
 አንዘ ፡ ውአቲ ፡ ንኡስ ፡ በእንተ ፡ ተባድሮተ ፡
 ካልአ ፡ ንዘ ፡ ዘላቲ ፡ ሥን ፡ ሠናይ ፡ አው ፡ በእ
 ንተ ፡ ብዝን ፡ ንዋይ ፡ አው ፡ በእንተ ፡ አዝማ
 ዲሃ ፡ አው ፡ በእንተ ፡ ትርሲታ ፡ አው ፡ በእ
 ንተ ፡ ልባዌሃ ፡ ወሠምረ ፡ ከመ ፡ ኢታምሥጦ ፡
 ወእመ ፡ አኮ ፡ ቀዲም ፡ በእንተ ፡ ሁከተ ፡ ፍት
 ወት ፡ ለሙስና ፡ ወለተቦቅቦ ፡ ፈሪሆ ፡ አምአ
 ከየ ፡ ፈቃዳት ፡ ወእመ ፡ አኮ ፡ በእንተ ፡ ሁከተ ፡
 ወላዲት ፡ ዘተሐውር ፡ ከመ ፡ ትትፈገሕ ፡ ቦቲ ፡
 ለአሐቲ ፡ ሰዓት ፡ ፈቀዶሙ ፡ ረቡን ፡ ዝንቲ ፡
 አምቅድመ ፡ ሞት ፡ አው ፡ አምቅድመ ፡ ንደታ ፡
 አው ፡ በእንተ ፡ አኅዝኖ ፡ ወተቃሕዎ ፡ አው ፡
 መባሕት ፡ ወቦ ፡ አምኔሆሙ ፡ ዘይፈቅድ ፡ ዘር
 አ ፡ በሕሊናሁ ፡ ሠናይት ፡ ወውአቲ ፡ ለእመ ፡
 ደከውን ፡ ሰቲ ፡ ንዋይ ፡ ብዙን ፡ ወይፈቅድ ፡
 ወልደ ፡ ዘይወርዕ ፡ ወኢንክል ፡ ንርከብ ፡
 አምን ፡ አሉ ክፍላት ፡ አለ ፡ ዝኩራን ፡ መፍቅዶ ፡
 ፍሉጠ ፡ ዘኢኮን ፡ ክፍሰ ፡ ትፍግዕት ፡ ወኢን
 ክል ፡ ንርከብ ፡ ካልአ ፡ ክፍሰ ፡ ዘኢኮን ፡ ድሙረ

ፈቃድ ፡ ላላቸው ፡ ለተፋት ፡ ሰዎች ፡ ነው ፡ እን
 ዘሀም ፡ በብዙዎች ፡ ክፍሎች ፡ ላይ ፡ ፍቸው ፡
 ከእነርሱ ፡ ወገን ፡ ስለተነገረች ፡ የዝሙት ፡
 ጣዕም ፡ ብቻ ፡ ኃብቻን ፡ የሚሻት ፡ አለ ፡ ከአ
 ርሷም ፡ በቀር ፡ ሌላን ፡ አያስብም ፡ ልጅን ፡
 ወደማግኘትና ፡ ወደመረዳዳትም ፡ አይመስ
 ከትም ፡ በራሱ ፡ በኩልም ፡ ቢሆን ፡ ወይም ፡
 በሚስቱ ፡ በኩል ፡ ዕንሱንና ፡ መፀነስን ፡ ከሚከ
 ለክል ፡ ወገን ፡ የሚያደርግም ፡ አለ ፡ ጣዕመ ፡
 ፍትወትን ፡ በመመልከትና ፡ ለሩካቤ ፡ ሥራ ፡
 ብቻ ፡ በእርሷ ፡ ተቋጥሮ ፡ የሚኖርም ፡ አለ ፡
 ድን ፡ ብትሆንም ፡ ወይም ፡ ዘመዶቿ ፡ የተናቁ ፡
 ቢሆኑ ፡ ስለሚሰቱ ፡ ደም ፡ ግባት ፡ የሚታገሥ ፡
 አለ ፡ ነገር ፡ ግን ፡ የአንዚዛ ፡ አንዋራቸው ፡
 ከብዙ ፡ ዘመን ፡ በኋላ ፡ ታምራለች ፡ ከእነር
 ሱም ፡ ወገን ፡ ስለ ፡ ገንዘብ ፡ ብዛት ፡ ኃብ
 ቻን ፡ የሚሻ ፡ አለ ፡ ወይም ፡ ስለ ፡ ክብር ፡ ገና
 ንነት ፡ ወይም ፡ በዘመዶቿ ፡ ለለመመካት ፡
 ወይም ፡ አብሮ ፡ ለመኖር ፡ ስለዚህም ፡ ስለገን
 ዘብ ፡ ፍቅር ፡ የሚስቱን ፡ መልክ ፡ ጥፋት ፡
 የሚታገሥ ፡ አለ ፡ የዘመዶቿንም ፡ መዋረድ ፡
 አያስብም ፡ ከእነርሱም ፡ ወገን ፡ ስለዘመዶቹ ፡
 ክብር ፡ የሚያገባ ፡ አለ ፡ የእርሷን ፡ ትግርና ፡
 የዘመዶቿን ፡ ዐላዋቂነት ፡ አያስብም ፡ ከእነ
 ርሱም ፡ ብልዐ ፡ አባቲ ፡ ወይም ፡ ሞግቢቲ ፡
 ወይም ፡ ሌሎች ፡ (ዘመዶቹ) ፡ ገና ፡ ትንሽ ፡ ሳለ ፡
 መልካም ፡ ደም ፡ ግባት ፡ ካላት ፡ ዘንድ ፡
 ወይም ፡ ስለገንዘቧ ፡ ብዛት ፡ ወይም ፡ ስለዘመ
 ዶቿ ፡ ክብር ፡ ወይም ፡ ስለገባባ ፡ ወይም ፡ ስለ
 ልባምነቷ ፡ እንዲታመልጠው ፡ ወደዶ ፡ ስላ
 ውን ፡ ስለመቅደም ፡ የሚያጋባው ፡ አለ ፡ ደም ፡
 ባይሆን ፡ ከፈቃዳት ፡ (ክፍላት) ፡ ክፋት ፡ የተ
 ነግ ፡ ፈርቶ ፡ ለመጠበቅ ፡ ለጥፋት ፡ ስለምታይ
 ርስ ፡ ስለፍትወት ፡ መታወክ ፡ አስቀድሞ ፡ የሚ
 ያጋባው ፡ አለ ፡ ወይም ፡ ስለምትሄድ ፡ እናቲ ፡
 መታወክ ፡ (ግብን) ፡ ለእንዲት ፡ ሰዓት ፡ በእርሱ
 ደስ ፡ ያላት ፡ ዘንድ ፡ ከሞት ፡ አስቀድሞ ፡ ወይ
 ም ፡ ከችግር ፡ አስቀድሞ ፡ የዚህን ፡ ጥቅም ፡
 ሽቶው ፡ ወይም ፡ ስለማሳዘንና ፡ ስለመከራከር ፡
 ወይም ፡ ስለመብት ፡ የሚያጋዙ ፡ አሉ ፡ ከእነር
 ሱም ፡ ወገን ፡ በመልካም ፡ አሳቡ ፡ ልጅን ፡ የሚሻ
 አለ ፡ ይኸውም ፡ ብዙ ፡ ገንዘብ ፡ ቢኖረው ፡
 የሚወርሰው ፡ ልጅ ፡ ሽቶ ፡ ነው ፡ ከነዚህ ፡

አንቀጽ : ፳፱ ።

ሰለ : ጋብቻ ።

ባቲ : ወዘኢተሰዋ : ላቲ : ወብዙኃን : የኅብአ : ጣዕመ : ፍትወት : ዘፈቃዶሙ : ዘዩዮኅሥቲ : እምኅሥሣዎሙ : ለተራድእ : ዘሲሲት ።

ከተነገሩ : ክፍሎች : የደሰታ : ክፍል : ያልሆነ : ልዩ : ፈቃድን : ለማግኘት : እንችልም ። በእርቧ : እንድ : ያልሆነ : እርቧን : ያልተከተለ : ልዩ : ክፍል : ልናገኝ : እንችልም ። ብዙዎቹ : ከፍላጎታቸው : የተነሣ : በሚገልጡ : ገንዘብ : የሚወዱትን : የፍትወት : ጣዕም : በምግብ : ለመረዳዳት : ይሸሽጋሉ ።

፳፻፵፱ ወናፀ : ረከበ : ፩ዱ : ጠቢብ : ፍካሬ : ዝንቱ : በብሂሎቱ : እሰመ : ፍትወት : ይአቲ : እሞን : ለኅሣራት : ወሰድካማት : ወጸማት : ወኅሣር : ወበእማን : ወላዲተ : ሕማም : ይአቲ : ለሥጋ ውያን : ወሰነፍሳውያን : እሰመ : ይአቲ : ታተልዎን : ለመፍትዳት : ብዙኃት : አለ : አይት ፈቀዳ : ወትራሰዮን : ከመ : ዘይትፈቀዳ ። ወንሰአሎ : ለእግዚአብሔር : ተሰናኝሞ : ወረድ ድኤተ : ወገዶለ : ወምሕረተ : እሚን ።

፳፻፶፱ እነሆ : እንድ : ፈላስፋ : ፍትወት : ለኅሣር : ለድካም : ለዓማ : ለተዋርዶ : እናታቸው : (መገኛቸው) : ናት : በማለቱ : የዚህን : ትርጓሜ : እገኘ : (ተናገረ) ። በእውነትም : ለሥጋውያንና : ለመንፈሳውያን : የመከራ : መገኛ : ናት ። የማይመደዱትን : ብዙዎችን : ፈቃዶች : ታሰከትላቸዋልችና ። እንደሚወደዱም : ታደርጋቸዋልችና ። መስማማትን : ርዳታን : ጎዶልን : ይቅርታን : ይሰጡን : ዘንድ : እግዚአብሔርን : እንሰምነው : እሚን ።

፳፻፶፩ ምዕራፍ : ዳግማዊት ። በእንተ : ሕፃ : ወውአቱ : ሆቱ : ያታ ። ቀዳማዊ : እሰመ : ሕዜ : አይሣኒ : ለዘኢተጠየቀ : አውሰቦቱ ። ወዳግ ምኒ : ዘየሐዕዩ : ሎቱ : ለእመ : አኮነ : ጥዩቀ : ታሕተ : ምልክና : ካልአ : ይከውኖ : ከመ : ይሕፃ : ለርእሱ : እመአኮ : በርእሱ : አው : በመጽሐፈ : መልእክቱ : አው : በዘይወምሮ : ለከዋነ : ሀራቂ ። ወተከሥሥቶተ : ሕፃሰ : መባሕት : ሎቱ : ለርእሱ : አው : በመጽሐፍ : አው : በዘይፈቅዶ : ለከዋነ : ሀራቂ ። ማልሳዊኒ : ናቀድም : ዝክረ : ተዋሰዐ : ዘሕሩም : እምኔቦ : ከመ : አይሣበሩ : ቦቱ : ሕፃ : ወፍኅረተ ። ወውአቱኒ : ይትከፈል : ኅበ : ኘወኛቱ : አክፋል ።

፳፻፶፩ ሁለተኛው : ምዕራፍ : ሰለመተሜጨት : ይናገራል ። ይኸውም : አራት : ወገን : ነው ። መጀመሪያው : ማግባቱ : ላልተረጋገጠ : ሰው : ማጨት : አይገባምና ። ሁለተኛውም : የሚያጨለት : ሰው : በሌላው : ሞግዚትነት : ሰር : በእርግጥ : ካልሆነ : ለራሱ : ሊያሳዩ : ያም : ባይሆን : ራሱ : ወይም : ደብዳቤ : ጽፎ : ወይም : ሽማግሌ : ሊሆነው : በሚወደው : ሊያዩ : ይገባዋል ። ማሜውን : ግን : ራሱ : ወይም : በደብዳቤው : ወይም : ሽማግሌ : ሊሆነው : በሚወደው : ሰው : ለመሳሰለጥ : (ለመሰጠት) : መብት : አለው ። ቫኛውም : መተሜጨት : ማሜ : መሰብት : እንዳይደረግበት : ከርሱ : የተከለከለውን : ጋብቻ : መናገርን : እናሰቀድማለን ። ይኸውም : ከጎጆ : ወገን : ይከፈላል ።

፳፻፶፪ ክፍል : ቀዳማዊ : አውሰቦ : አዝማድ : ዘበሥጋ : ወለአመኒ : አኮነ : እምን : ተዋሰዐ : ሕጋዊ ። ጠሰ : ኧቱ : ወአሉ : እሙንቱ : ኅበ : ቫቱ : ያታ : አለ : ዘመልዕልት : ወውአቶሙ : ወላድያን : ወእምሐዋን : ወዘይትሌሀሉ : ወዘይቱሐቱ : ወውአቶሙ : ውሉድ : ወውሉዶሙ : ወዘይወርዱ : ወእለ : እምገበዋት : ወውአቶሙ : አኃወ : አበው : ወአኃተ : አበው : አኃወ : እማት : ወአኃተ : እማት : ወአኃው : ወውሉዶ : አኃው ። ወአሉ : ካዕበ : አለ : ይዘ

፳፻፶፪ መጀመሪያው : ክፍል : የሥጋ : ዘመዶች : ጋብቻ : ነው ። ከሕግ : ጋብቻም : ወገን : ባይሆኑ ። ጠሰ : ኧ ። እሊህም : ቫ : ወገን : ናቸው ። ወደላይ : ያሉ : ወላጆች : አያቶች : ከዚያም : በላይ : ያሉ : ቅድመ : አያቶች : ናቸው ። ወደታች : ያሉትም : ልጆች : የልጅ : ልጆች : የልጅ : ልጆች : ልጆች : ናቸው ። ወደጉን : ያሉትም : ያባቶች : ወንድሞች : ያባቶች : እጎቶች : የእናት : ወንድሞችና : እጎቶች ። ወንድሞች : የወንድሞች : ልጆች : ዳግመኛም : ከአ

አንቀጽ : ፳፱ ።

ሰለ : ጋብቻ ።

መዳ : ወይሰናሰሉ : እስመ : ተወልዳ : እምአ
በው : ወእምሌዋን ።

፳፻፵፫ ወክርስቲያንስ : በዝንቱ : ግብር : ኅበ :
፪ቱ : ምክራት : ቀዳማዊሰ : ተከልአ : በ፫ቱ :
ትውልዳት : ወብውሕት : ራብዓት : ወዘድጎ
ሬሃ : ወእለ : ከመዝ : ይገብሩ : እሙንቱ : ግብ
ጸውያን : ወንስጥሮሳውያን : ወመንፈቆሙ :
ሰሰብአ : ሶርያ ። ወተገበሩ : ዘከመ : ቀኖና :
ሐዋርያት : በበይነ : ዘኢያንበረት : ውእተ :
ወቀኖና : ጉባዔ : ዘኒቅያ : ዘየጎብር : ላዕለ :
ዝንቱ : ወፈድፋደስ : ቀኖና : ነገሥት : በእ
ንተ : ዘኢትከልእ : ተዋሰቦ : እምትውልድ :
ራብዕ : ፍጹመ : ወኢትከልእ ። ወጎለፈ :
ዝንቱ : ሥርዓት : ኅበ : ሊቃነ : ካህናት :
ከመ ይፍትሑ : ኪያሁ : ወይእስሩ : በፍትሕ :
ዘይሄኒ : ለበቀዓት : ወበዘኢይትቃረን :
ሕገ ። ወናሁ : ተጠየቀ : በአንቀጽ : ደጋራዊ :
ከመ : ዝንቱ : ድልው : ሎሙ ። ወሶዘ : ርእዩ :
ከመ : ውእቶሙ : ኮነ : ምሉካነ : ወሕጺጸነ :
እምነ : ጉልቆሙ : ብዙጎ : በውስተ : ሀገሮሙ :
እስከ : ኢይትረከቡ : ወራዙት : ወውርዝዋት :
እምትውልድ : ሳብዕ ። ወአልቦ : እምድጎሬሃ :
ዘትከውን : ምስሌሃ : አውሰቦ : ወተፈጸመ :
ዝንቱ : ሳዕሰ : አማሰኖ : ንጽሐሙ : ለተመዋ
ዕያን : እምፍትወት : ወእመቦ : ዘተዐደወ :
ለወዓእ : እምሃይማኖቶሙ : በምዝንያተ :
ዝንቱ ። ርእዩ : ከመ : ሠናይ : ዝንቱ : ወብ
ዉሕ : አውሰቦ : እምትውልድ : ራብዕ ።

፳፻፵፬ ወምክር : ካልእት : ተከልአ : እም፮ቱ : ትውል
ዳት : ወድልው : ሳብዓይ ። ወካልእን : ከልአ :
አውሰቦ : ልይት : ሳድሲት : ወአብሑ : አው
ሰቦ : ልይት : ሳብዓት : ወውእቶሙ : መለካ
ውያን : ወተገበሩ : በከመ : እንበሮ : ራብዕ :
አብጥሊስ : ዘ፯ቱ ። ወውእቱ : በብሂሎቶሙ :
እመሰ : ኮነ : መዓርግ : ራብዕ : ወእምነ : ዝን
ቱስ : መዓርግ : ኢያይሉ : ከመ : ይኩን : አው
ሰቦ : ወኢብዉሕ : አውሰቦተ : ደቲቀ : አጋወ :
አብ : በከመ : ተነግረ : ቅድመ : በቀኖና : ጉባ
ኤሆሙ : ዘባሕተቶሙ : ዘንቡር : ምስሌሆሙ ።

፳፻፵፭ ወሶበ : ርእዩ : ካልአኒሆሙ : ዘኮነ : ቦሙ :

ባቶችና : ከአያቶች : ሰለተወለዱ : የተያያዙ :
ዘመዶች : እነዚህ : ናቸው ።

፳፻፵፫ “ክርስቲያን : ግን : በዚህ : ሥራ : ወደሁለት :
አስተያየት : ናቸው ። መጀመሪያው : በ፫ኛ :
ትውልድ : መከልከል : ነው ። አራተኛዋ :
የተፈቀደች : ናት ። ከእርሷም : በኋላ : ያለው :
እንደዚህ : የሚያደርጉ : ግብፃውያን : ንስጥሮ
ሳውያን : ከሦርያ : ሰዎች : እኩሌቶቹ : ናቸው ።
የሐዋርያት : መጽሐፍ : ይህን : ስላልጸፈች :
እንደዚያው : አደረጉ ። የኒቅያ : የጉባኤ : ሕግም
በዚህ : የሚሰማማ : ነው ። ይልቁንም : ፍትሐ :
ነገሥት : ከ፬ኛው : ትውልድ : ጀምሮ : መጋባ
ትን : ፈጽሞ : ስለማትከለክል ። ለጥቅም : በሚ
በጅ : ፍርድ : ሕግንም : በማይቃወም : ገንዘብ :
እርሱን : ይፈቱ : ያሥሩ : ዘንድ : ይህ : ሥራት :
ወደሊቃነ : ካህናት : ተላለፈ ። ይህም : ለእነ
ርሱ : የሚገባቸው : መሆኑ : በኋለኛው : አን
ቀጽ : እነሆ : ተረጋግጧል ። እነርሱ : ተገዢዎች :
እንደሆኑ : ከ፯ኛው : ትውልድ : በኋላ : ኅበዛዝ
ትና : ቆነጃጅት : እስከማይገኙ : ድረስ : በሀገ
ራቸውም : ውስጥ : ከብዙ : ቍጥራቸው : እን
ዳነሱ : ከእርሷም : በኋላ : ከእርሷ : ጋራ : ጋብ
ቻ : የምትሆን : ትውልድ : እንደሌለች : ባዩ :
ጊዜ : ከፈቲው : የተነሣ : ንጽሕናቸውን : በማ
ሳደፍ : ድል : ለሚሆኑ : ሰዎች : ይህ : ተፈ
ቀደ ። በዚህ : ምክንያት : ከሃይማኖታቸው :
ለመውጣት : የተደፋፈረ : ቢኖር : ይህ : መል
ካም : እንደሆነ : ተመለከቱ : ከአራቱ : ትውል
ድ : አንሥቶ : መጋባት : የተፈቀደ : ነው ።

፳፻፵፬ ሁለተኛው : አስተያየት : ከ፯ኛው : ትውልድ :
መከልከል : ነው ። ሰባተኛው : ትውልድ : ግን :
የተፈቀደ : ነው ። ሌሎች : ደግሞ : የሰድስተኛ
ውን : ትውልድ : ግቢ : ከልክለው : የሰባተኛ
ይቱን : ትውልድ : ፈቀዱ ። እኒኸውም : መለ
ካውያን : ናቸው ። አራተኛው : አብጥሊስ : በ፯
ኛው : እንደጸፈው : አደረጉ ። ይኸውም : አራ
ተኛ : ትውልድ : ከሆነ : ከዚህ : ትውልድ :
ጋብቻ : ሊሆን : አይገባም ። የአባትን : የወን
ድም : ልጅ : ማግባት : አይገባም : በማለታቸው
ነው ። ከእነርሱ : ዘንድ : ባለ : ለብቻቸው : በሚ
ሆን : በጉባኤያቸው : መጽሐፍ : አስቀድሞ :
እንደተነገረ ።

፳፻፵፭ ሌሎችም : እስቀድሞ : ከተነገረው : ርዞሰት :

አንተጽ፡ ፳፱ ።

እምን፡ ርሰተሰ፡ ዘቀደሙ፡ ዘከርቲ፡ ነገርዎሙ፡ ለሊቀውንቲሆሙ፡ ዘሀለው፡ ውስተ፡ ዘገረ፡ ትእዛዞሙ፡ ወእብሕዎሙ፡ ሳድሲተ ። ወጸንዑ፡ ላዕለ፡ ዝንቱ፡ እስከ፡ ይእኔ፡ ወእረብኖሙ፡ ምንተኒ፡ ወቦሉ፡ ውስተ፡ ሕርትምና፡ እስከ፡ ይትዋሰብ፡ ፩ዱ፡ እምኒሆሙ፡ በእንተ፡ ውእቲ፡ እምዘ፡ አኮነ፡ ዘይሰነእዎሙ ።

፳፻፵፮ ውጉል፪፡ ትውልዳትሰ፡ ዘይከውን፡ በእውስቦ፡ ወለተ፡ እኅወ፡ አብ፡ ራብዓት፡ ይእቲ፡ በእምሳል፡ በከመ፡ ይብ፡ እቡየ፡ ወለደኒ፡ ወእምኔውየ፡ ወለዶ፡ ለእቡየ፡ ወእሉ፡ ፪ቲ፡ ትውልዳት፡ እሙንቲ፡ ወእምኔውየ፡ ወለዶ፡ ለእኅወ፡ እቡየ፡ ወእኅወ፡ እቡየ፡ ወለዳ፡ ለወለቲ፡ ወእሉ፡ ትውልድ፡ እርባዕቲ ።

፳፻፵፯ ክፍል፡ ዳግማዊ፡ እውስቦ፡ እዘማድ፡ እሙንገለ፡ ሕግ ። ወእሙንቲ፡ ተሐባዶያን፡ ውሉዶ፡ ካልእኒሆሙ፡ በጥምቀተ፡ ክርስትና ። ዘኒቅያ፡ ጽወ፫ቲ፡ ጽወ፭ቲ፡ ጠስ፡ ፯ቲ፡ መጅ፡ ፭ቲ፡ ዘተሐበይዎ፡ ወዘሂተሐበየ፡ አይትዋሰብ፡ ፩ዱ፡ እምኒሆሙ፡ ምሰለ፡ ካልኡ፡ ወእውሳድ፡ ያኒሁ ።

፳፻፵፰ ውውስተ፡ ቀኖና፡ ዘነገሥት፡ ወእኢኃዊሁ፡ ወኢውሉዱ፡ ወኢውሉዶ፡ ውሉዱ፡ ወኢውሉዶ፡ ብእሲቲ፡ ወኢውሉዶ፡ ፩ዱ፡ እምኒሆሙ፡ ለውሉዶ፡ ካልኡ ። ወኢታስተዋሰብ፡ ብእሲት፡ ወለታ፡ ለብእሲ፡ ዘተሐበየ፡ ምታ፡ በጥምቀተ ክርስትና፡ ወከማሁ፡ ብእሲኒ፡ እያሉተዋሰብ፡ ወለቶ፡ ለብእሲ፡ ዘተሐበየቶ፡ ብእሲቲ ። ወስእሉ፡ ከሉሙ፡ ኮነ፡ ማእከሌሆሙ፡ ተዘምዶ፡ መንፈሳዊ፡ ወዘገብረ፡ ዘንተ፡ ይኩን፡ እምሳለ፡ መምለኬ፡ ጣዖት፡ ወመጸብሐዊ፡ እስከ፡ ይትራለጥ፡ ወይኔሰሕ፡ እምን፡ ኃጢአቲ ። ወለኢዝኩራንሰ፡ ብወሕ፡ ሉሙ፡ ከመ፡ ያውሰቡ ።

፳፻፵፱ ወናሁ፡ ተነግረ፡ በእንተ፡ ተዋሰቦ፡ ተሐባዶያን፡ በጥምቀተ፡ ክርስትና፡ ቃል፡ ዘኢይሰነእው፡ ቦቲ፡ መዘኢይግብሩ፡ ኪያሁ ። ተብዘለ፡ አይኩን፡ ማእከሌሆሙ፡ ተዋሰቦ፡ ወከማሁ፡ ውሉዶሙ፡ ወእልቦሙ፡ ሥርየት፡ ለዛቲ፡ ኃጢአት፡ መንፈሳዊት፡ ዘእንበለ፡ በተፈልጠ፡ ወንሰሓ ። ወይደሉ፡ ከመ፡ ይኩን፡ ንሰሓሆሙ፡ በምንኮሰና፡ እመ፡ ፈቀደ፡ መድኃኒተ፡ ነፍሱ ።

ሰለ፡ ጋብቻ ።

ወገን፡ የሆነባቸውን፡ ባዩ፡ ጊዜ፡ በሚያዝዙበት፡ ሀገር፡ ላሉ፡ እለቆቻቸው፡ ነገሯቸውና፡ ሰድስተኛዎን፡ ፈቀዱላቸው ። እስከ፡ ዛሬም፡ ድረስ፡ በዚህ፡ ላይ፡ ጸኑ ። ወደጥፋት፡ ገቡ፡ እንጂ፡ ምንም፡ እልጠቀማቸውም ። ሰለዚህ፡ ነገር፡ ከእነርሱ፡ እንዱ፡ የሚሰማማው፡ ካልሆነ፡ ሰው፡ ጋር፡ እስኪጋባ፡ ድረስ ።

፳፻፵፰ በጋብቻ፡ የሚሆን፡ የትውልድ፡ እቆጣጠር፡ ግን፡ የእባት፡ የወንድም፡ ልጅ፡ እራተኛ፡ ናት ። ለምሳሌ፡ እባቴ፡ እኔን፡ ወለደኝ፡ እያቴም፡ እባቴን፡ ወለደው ። እሊህ፡ ሁለት፡ ትውልድ፡ ናቸው ። እያቴም፡ የእባቴን፡ ወንድም፡ ወለደው ። የእባቴ፡ ወንድምም፡ ልጄን፡ ወለዳት ። እሊህ፡ እራት፡ ትውልድ፡ ናቸው፡ እንደ፡ ማለት፡ ነው ።

፳፻፵፯ ሁለተኛው፡ ክፍል፡ ከሕግ፡ ወገን፡ የዘመድን፡ ጋብቻ፡ ይናገራል ። እሊህም፡ የሌሎችን፡ ልጆች፡ በጥምቀተ፡ ክርስትና፡ የተናሱ፡ ናቸው ኒቅያ፡ ፳፫፡ ፳፭ ። ጠስ፡ ፯ ። መጅ፡ ፭ ። ክርስትና፡ እንሸውና፡ ተነሹ፡ እንዱ፡ ከሁለተኛው ጋራ፡ እይጋቡ ። ወላጆቹም ።

፳፻፵፰ በፍትሕ፡ ነገሥትም፡ ወንድሞቹም፡ ልጆቹም፡ የልጅ፡ ልጆቹም፡ የሚሰቱ፡ ልጆች፡ ከሌላው፡ ልጆችም፡ ወገን፡ ያንዱ፡ ልጆች፡ ከሁለተኛው፡ ልጅ፡ ጋራ፡ እይጋቡ ። ሴት፡ ልጅዋን፡ ባሏ፡ ክርስትና፡ ላነሣው፡ ወንድ፡ እታጋባ ። ወንድም፡ እንደዚሁ፡ ልጄን፡ ሚሰቱ፡ ክርስትና፡ ላነሣቸው፡ ወንድ፡ እያጋባ ። በእነዚህ፡ ሁሉ፡ በመካከላቸው፡ መንፈሳዊ፡ ተዘምዶ፡ ሆኗል፡ (እለ)፡ ይህን፡ ያደረገ፡ ሰው፡ እንደ መምለኬ፡ ጣዖት፡ እንደ፡ መጸብሐዊ፡ (ቀራጭ)፡ ይሁን ። ክኃጢአቲ፡ እስኪመለሰና፡ እስኪለይ፡ ድረስ ። ላልተነገሩት፡ ግን፡ መጋባት፡ ይገባቸዋል ።

፳፻፵፱ በጥምቀተ፡ ክርስትና፡ ሰለተነሳሱ፡ ሰዎች፡ ጋብቻ፡ የማይሰማሙበት፡ ርሱን፡ የማያደርጉት ነገር፡ እነሆ፡ ተነገረ ። በመካከላቸው፡ መጋባት፡ እይሁን፡ ተባለ ። ልጆቻቸውም፡ እንደዚሁ ። በመለየት፡ በንስሐ፡ ካልሆነ፡ በቀር፡ በዚች፡ መንፈሳዊት፡ ኃጢአት፡ ሥርየት፡ የላቸውም ። ድንኳተ፡ ነፍሱን፡ ከወደደ፡ ንስሐቸው፡ በምንኮሰና፡ ሊሆን፡ ይገባል ።

፳፻፶ ከፍል : ሃልሰ : አውስቦ : አዝማድ : በንብ
 ረት : ወለአመኒ : ወዕሉ : አምታሕተ : ምልክ
 ናሆሙ : ውእቶሙ : ወእመ : ተፈልጡ : ዘሐፀ
 ንዎሙ : ወእመንቱ : ዘሀለዉ : በተሳትፎ :
 ጠቢወ : ጥብ : አው : በአልህቆ : በመዓርገ :
 ውሉድ : ወውሉድሙ : ወወላድያኒሆሙ :
 ወለአመኒ : እሉ : ወአዘዋሆሙ : ወአበወ : አበ
 ዋሆሙ : ወአጋወ : አበዋሆሙ : ወአጋወ : አማ
 ቲሆሙ : ወአጋተ : አማቲሆሙ : ወብአሲተ :
 አብ ። ወአያውስብ : አብ : ብአሲተ : ዘትከ
 ውኖ : ወለተ : ወትትሐዎን : ቦቱ ። ወከዋን :
 አብናስ : ከመዝ : ውአቱ : አምሳሰ : አምኔውዋ
 ሐዎን : ወለተ : ወኮን : አቡዋ : ይሰምያ : አጎቶ :
 ወደአቲ : አጎቶ : አቡዋ : በምዕቅብና : አው :
 አምዋ : አጥበወት : ወለተ : ወአልህቀታ : ምስ
 ሌዋ : ወደአቲኬ : አጎትዋ : በንብረት ። ወዝን
 ተኒ : ሀሰወ : በቀኖና : ነገሥት ።

፳፻፶፩ ወመጽሐፈ : ድስቅስ : ትኡዝዞ : ሰብብእ :
 በሸወጃቱ : ትኡዝዝ : ከመ : ያስተዋስብ :
 ብአሲ : ለወልዱ : አንላ : ማውታ : ዘሐፀኖ :
 ወዝንቱስ : ይከውኖ : ሎቱ : ገቢረ : ትሕትና :
 ወምሕረት : ወውአቱ : ዘደደሉ : ወዘይኔይስ ።

፳፻፶፪ ሥርዋጽ : ነበረ : ውስተ : ቀኖና : ነገሥት ።

፳፻፶፫ ከፍል : ራብዕ : በአንተ : አውስቦ : አዝማድ :
 አመንገለ : ተዋስቦ : ወአኮ : አምከዋን : ትው
 ልድ : ወአማንቱ : አንስትያ : አበው : ወአምኔ
 ዎን : ወአጋቲሆን : ወአማቲሆን : ወአምኔው
 ቶን ። ወአንስትያ : ውሉድ : ወደቂቆሙ : ወአ
 ጋቲሆን : ወአማቲሆን : ወአምኔውቶን ። ወአ
 ንስትያ : አጋው : ወደቂቆሙ : ወአጋቲሆን :
 ወአማቲሆን : ወአምኔውቶን : ወአዝማድ :
 ብአሲት : ዘውእቶን : አምኔውታ : ወአማ :
 ወአጎተ : አቡሃ : ወአጎተ : አማ : ወአጎታ :
 ወወለታ : ወወለተ : ወልዳ ። ወአንስትያ :
 አዝማዲሃ : እሰ : ሀለዉ : ውስተ : ዛቲ : መዓ
 ርግ : ወዘተሉ : ዘአሕረሙ : ሳዕለ : ብአሲቱ :
 ከማሁ : ሕፋም : ውአቱ : ሳዕለ : ምታኒ ።

፳፻፶፬ ከፍል : ኃምስ : ተዋስቦተ : ዘአማንፀንዎ :
 ምስሰ : አንተ : አመንብዎ : ሳዕለ : አስተዋስ
 ቦታ ። ወአዘዋ : ውአቱ : ወደቂቆቱ : ወአኑዞ :

፳፻፶፭ ይኛው : ከፍል : አብሮ : በመኖር : የተዛመዱ :
 ሰዎችን : ጋብቻ : ይናገራል ። ምንም : እነርሱ :
 ከሞግዚትነት : ስር : ቢወጡ : አሳዳጊዎቻ
 ቸውም : ቢለያዩ ። እኒህም : ጡት : መጥባትን :
 በመሳተፍ : ወይም : በልጆች : መዓርግ : በማ
 ሳደግ : ያሉ : ናቸው ። ልጆቻቸውም : ወላጆቻ
 ቸውም : እነርሱም : ቢሆኑ : አባቶቻቸውም :
 ያባቶቻቸው : አባቶችም : ያባቶቻቸው : ወንድ
 ሞች : የአናቶቻቸው : ወንድሞች : የአናቶቻ
 ቸው : አቶች : ያባት : ሚስት : (የአንጀራ :
 እናት) : አባት : ልጅ : ትሆንኛለች : ብሎ : ያሳ
 ደጋትን : ሴት : እያግባ ። የአባትነትም : አኳኒ
 ን : አንደዚህ : ነው ። ለምሳሌ : አያቱ : ሴት :
 ልጅ : አሳደገ ። አባቴም : እጎቴ : ይላታል ።
 ይህችም : አብሮ : በማደግ : የአባቴ : እጎት :
 ናት ። ወይም : እናቴ : ከአኔ : ጋራ : ጡት : አያ
 ጠባች : ሴት : ልጅ : አሳደገች ። ይህችም :
 አብሮ : በማደግ : እህቴ : ናት ። ይህም : በፍ
 ትሐ : ነገሥት : አለ ።

፳፻፶፬ መጽሐፈ : ዲድስቅልያ : ግን : በ፲፰ኛው : ትእ
 ዛዝ : ላሳደገው : ድኃ : አደግ : ልጁ : እንዲያጋ
 ባው : ሰውን : ታዝዞዋለች ። ይኸውም : ትሕ
 ትና : ምሕረት : እንደማድረግ : ይሆንለታል ።
 ይኸውም : የሚገባ : የተሻለ : ነው ።

፳፻፶፭ ስርዋጽ ። በፍትሐ : ነገሥት : ተጽፎአል ።

፳፻፶፫ ፬ኛ : ከፍል ። በትውልድ : ያይደለ : በግቢ :
 ስለሚዛመዱ : ሰዎች : መጋባት : ይናገራል ።
 እኒህም : ያባቶች : ሚስቶች : ወንድ : አያቶቻ
 ቸው : እጎቶቻቸው : እናቶቻቸው : ሴት :
 አያቶቻቸው ። የልጆች : ሚስቶች : ልጆ
 ቻቸውም : እጎቶቻቸውም : እናቶቻቸውም :
 ሴት : አያቶቻቸውም ። የወንድሞች : ሚስቶች :
 ልጆቻቸው : እጎቶቻቸውም : እናቶቻቸው :
 ሴቶች : አያቶቻቸው : ናቸው ። የሴት : ሸመ
 ዶችም : እነርሱም : አያቷ : እናቷ : ያባቷ :
 አጎት : የአናቷ : እጎት : አጎቷ : ልጅዋ :
 የልጅ : ልጅዋ : ናቸው ። በዚች : ትውልድ :
 ያሉ : የዘመዶቿ : ሚስቶች : በሴቲቱ : ሳይ :
 የከሰከሉት : ሁሉ : እንዲሁም : በባሏ : በኩል :
 የተከለከለ : ነው ።

፳፻፶፬ አምስተኛ : ከፍል ። ሊያጋባት : ከሾሙት :
 ጋር : አደራ : ያስጠበቁትን : ሰው : ጋብቻ :
 ይናገራል ። ይኸውም : እርሱ : ልጁ : ወንድ

አንቀጽ : ፳፬ ።

ስል : ጋብቻ ።

ምሰለ : ነሱ : ንዋያ : ዘእንበለ : እምድጎረ : ነነ : ላቲ : ጽወኛቱ : ዓመት ። ወእምድጎረ : ፈጸመ : ዘእግግፀንዎ : ዘይደሉ : ላዕሌሁ : እምነ : ሐሳብ ።

፳፻፶፭ ክፍል : ሳድስ : ወእኮ : ሠናይ : ከመትትወሰብ : ብእሲተ : መላኪ : ለጎብር : ዘእግግፀ : ምታ ።

፳፻፶፮ ክፍል : ሳብዕ : እውሰቦ : ምእመን : ለዘእኮ ነት : እማኒተ : እንተ : እኮነት : ክፍለ : ዘእቡ : ከመ : ዘይወሰክ : ላዕለ : ዝቢረ : ትሩፋ ቲዞ ።

፳፻፶፯ ክፍል : ሳምን : ዘይከለእ : እምተራክቦ : ዘይት ፈቀድ : ለተዋሰቦ : ወውእቱ : ዝንቱ : እመኒ : ፍጥረታዊ : ዘከመ : ሕጽው : እምክር። እመ : ወውእቱ : ዘእይትከሠሎ : በፍጥረቱ : ተደምሮ : ዘከከርን ። ወፈሩፍንታም : ወእቱሃ : ዘቦቱ : ኅፍረተ : ተባዕት : ወእንሰት : ኅቡረ : በ፩ዱ : መካን ። ወብእሲትኒ : እንተ : ባቲ : ዓዕም : ውሉክ : ዘይከለእ ።

፳፻፶፰ ወዘተዳድቆሰ : ቺቱ : ያታ : እመንቱ : ፩ዱ : እምኒሆመ : ሕጽው : ወካልእ : ቡብድ : ዘይ ከውን : ሕጽጽ : በልቡናዎ ። ወሃልለ : ደዋያት : መታርያን : ዘከመ : ዝልጋሌ : ወበእንተ : ለም ጽሰ : ይኩን : በከመ : ኅረያ : ለሊሁ ። ወናሁ : ዘከርን : ሥርዓተ : ዝንቱ : ክፍል : በውሰተ : ምዕራፍ : ዘያፀርዕ : ተዋሰቦ ።

፳፻፶፱ ክፍል : ታሰዕ : በእንተ : እውሰቦ : ለእንተ ፈትሑ : ላዕሌሃ : በርትዕ : በዝቢረ : ዝሙት : ወእንተ : ድንርዋ : በዘይደሉ : ለተድጎሮ ።

፳፻፷ ሥርዋጽ : ተነግረ : ውሰተ : ቀኖናተ : ነገሥት : እይደልዎ : ለመኑሂ : ከመ : ያውሰብ : ብእ ሲተ : ኅድገተ : እምዝሙት : በጉጉዓ : አላ : ይጽናሕ : እሰከ : ትኒሰሕ : ወይጤየቅ : ንሰሓሃ : ወሰምቦ : ይከውንዋ : እግዋሪሃ ። እሚሃ : ይደሉ : እውሰቦታ : ዘእንበለ : ካህናት : በቅ ድመ : ፩ : ቀሲሰ : ወእኮ : ኤጲስቆጶስ ።

፳፻፷፩ ክፍል : ዓሥር : ተደምሮ : ምሰለ : ጂቱ : እው ሰቦ : እው : ዘይበዝኅ ።

፳፻፷፪ ክፍል : ነወ፩ዱ : እውሰቦ : ራብዕት : ወዘይል ዕል : እምኔሃ ።

ሙም : ከገንዘባ : ሁሉ : ጋራ : ጳጅ : ዓመት : ከሆናት : በኋላ : ከሃላብ : ወገን : የሚገባ : እይ ራውን : ከፈጸመ : በኋላ : እንዲያጋባት : ይናገ ራል ።

፳፻፷፩ ሰድሰተኛ : ክፍል ። የጌታ : ሚሰት : ባዕ : ነፃ : ሳወጣው : ባሪያ : ሚሰት : ልትሆን : መል ካም : እይደለም ።

፳፻፷፪ ለባተኛ : ክፍል ። በትሩፋቱ : ላይ : እንደሚጨ ምር : ሁሉ : ምእመን : የእርሱ : ወገን : ያልሆ ነችውን : እማኝ : ያልሆነችውን : ማግባት : እን ዳይገባ : ይናገራል ።

፳፻፷፫ ለምንተኛ : ክፍል ። ለጋብቻ : ከሚያስፈል ገው : ፍካቤ : የሚከለክለውን : ይናገራል ። ይህም : ከእናቱ : ማኅፀን : ጀምሮ : በተፈጥሮው እንደ : ለልብ : ያለ : ቢሆን : ነው ። ይኸውም : በተፈጥሮው : የተናገርንው : ፍካቤ : የማይቻ ለው : ነው ። ፈናፍንታም : ነው ። ይኸውም : የወንድና : የሴት : እካል : እንድነት : በእንድ : ቦታ : ያለበት : ነው ። ሴትም : ፍካቤ : የሚከለ ክል : ትርፍ : አጥንት : ያለባት : ብትሆን : ነው ።

፳፻፷፬ ድንገተኞች : ግን : ቺ : ወገን : ናቸው ። ከእነር ሱም : አንዱ : ስልብ : ሁለተኛውም : እእ ምሮ : የጎደለው : እብድ : ቺኛውም : የሚቆራ ርጦ : ደዌያት : እንደ : ደዌ : ሥጋ : ያሉ : ናቸው ። ስለ : ለምጽ : ግን : እርሱ : እንደ : ወደደ : ይሁን ። እነሆ : የዚህን : ክፍል : ሥራ ት : ጋብቻን : በሚከለክለው : ምዕራፍ : ተናግ ረናል ።

፳፻፷፱ ዘመኝኛ : ክፍል ። በዝሙት : ሥራ : በእገባብ : የፈረዱባትን : ለመፈታት : በሚገባ : የፈቷት ንም : ማግባት : እንዳይገባ : ይናገራል ።

፳፻፷ ሥርዋጽ : በፍትሐ : ነገሥት : ተነገረ ። የተፈ ታችውን : ሴት : በችኮሳ : ሊያገባ : ለማንም : እይገባውም ። እስክትመለስ : በንሰሐም : መመለሷ : እስኪረጋገጥ : ጉረቤቶቿም : እሰኪ መለክሩላት : ድረስ : ይጠብቅ : እንጂ ። ያን ጊዜ : ያለብዙ : ካህናት : በእንድ : ቄስ : ፈት : ሊያገባት : ይገባል ።

፳፻፷፩ አሥረኛ : ክፍል ። በሁለተኛው : ወይም : በሚ በዛው : ጋብቻ : መሰብሰብ : እንዳይገባ : ይና ገራል ።

፳፻፷፪ አሥራ : አንደኛ : ክፍል ። አራተኛ : ከርሷ : የሚበዛም : ማግባት : እንዳይገባ : ይናገራል ።

፳፻፳፫ ፣ ፲ወፀቱ ፡ አውሰቦ ፡ መነኮሳዪያት ።

፳፻፳፬ ፣ ፲ወቸቱ ፡ አውሰቦ ፡ ዙኅለረ ፡ አመዋዕሊሃ ፡ ጿ ፡ ዓመት ።

፳፻፳፭ ፣ ፲ወፀቱ ፡ አውሰቦቱ ፡ እንቱ ፡ አራጸመት ፡ ዕድሜ ፡ ኅዘነ ፡ ሞቶ ፡ ምታ ፡ ወደእቱ ፡ ዓመት ፡ ፍጹምት ፡ አው ፡ ፲ቱ ፡ አውራኅ ፡ አሞቶ ፡ ምታ ። ወዘአውሰቦ ፡ አምቅድመ ፡ ዝንቱ ፡ ዕድሜ ፡ ይትከላእ ፡ አምርሱቶ ፡ ብእሲቱ ፡ ወብእሲትኒ ፡ አምታ ፡ ወአምቱቲከዘዘ ፡ ሎቱ ፡ ወላቱ ። ወዘንቱ ፡ ኑንት ፡ ይከልእ ፡ አምአውሰቦ ፡ ወአይከልእ ፡ አምሕዬ ፡ ወአአምፍንረት ፡ ወባሕቱ ፡ ይኩን ፡ በጸሎት ።

፳፻፳፮ ፣ ፲ወፀቱ ፡ ለእመ ፡ አሞምፍ ፡ ለለ ፡ ፅዱ ፡ አምብእሲ ፡ ወብእሲት ፡ ለአስተዋሰቦ ፡ ካልእ ፡ አውለእመ ፡ ሞምረ ፡ በዝንቱ ፡ ሞብር ፡ በነሣእ ፡ ገጽ ፡ በፅዱ ፡ አምገጸቶ ፡ ተመውአ ፡ ወውእቱ ፡ በእንቱ ፡ አገብር ፡ ፅዱ ፡ አምገጸቶ ፡ ትዕግልት ። ፀቱ ፡ ከፍል ፡ ቀዳማዊ ፡ ዘእንበለ ፡ ምክፍ ፡ ለዘውእቱ ፡ ሀለው ፡ ታሕቶ ፡ ምልክኛው ፡ አይኩን ፡ ሕዬው ፡ ወአይኩን ፡ ተዋሰደ ፡ በእንበለ ፡ በሞምረቶ ፡ ካልኢዮመ ፡ አለ ፡ ይትዋሰደ ። ወበሞምረቶ ፡ አለ ፡ አመንቱ ፡ ታሕቶ ፡ ምግብናዮመ ፡ ወዝንቱኒ ፡ ይከልእ ፡ አምአውሰቦ ፡ ወጸሎቶ ፡ ሰብሳብ ፡ ወአይከልእ ፡ አምፍፍንረት ፡ ወሕዬ ። ወካልእ ፡ ከፍል ፡ አይደሉ ፡ ለሊቶ ፡ ዘገር ፡ ወአሊመኔንንቱሃ ፡ ወአሊደቁቱ ፡ ወአሊፅዱሂ ፡ አምአሊአው ፡ ከመ ፡ ይፍሳፍ ፡ አሕቶ ፡ አምአዮን ፡ በረድኤት ። ወከማው ፡ ካዕበ ፡ ለእመ ፡ አሊደቁ ፡ አካለ ፡ ፍጹሚሃ ፡ ወዝንቱኒ ፡ አይከልእ ፡ አምፍንረት ፡ ወሕዬ ።

፳፻፳፯ ፣ ከፍል ፡ ራብዕ ፡ ጠስ ፡ ፀቱ ፡ ወለእመ ፡ ፈቀድ ፡ ራኃሪ ፡ አው ፡ ዘተፍንረት ፡ ምንገሶና ፡ አምድንረ ፡ ወዘዘ ፡ ሕዬ ፡ ይደልም ፡ ለራኃሪ ፡ ከመ ፡ ይንግእ ፡ ዘወዘዛ ፡ ትድመ ፡ ወለፍንርቱኒ ፡ ከመታምብእ ፡ ዘንሥእቶ ፡ ዘእንበለ ፡ ካዕበት ።

፳፻፳፰ ፣ ከፍል ፡ ወአቅድሞቶ ፡ ሕዬስ ፡ ወፍንረት ፡ በእንቱ ፡ አውሰቦ ፡ ዝኒ ፡ ከመ ፡ ይኩን ፡ ሞምረት ፡

፳፻፳፫ ፣ አሥራ ፡ ዙስተኛው ፡ መነኮሳዪያትን ፡ ማግባት ፡ እንዳይገባ ፡ ይናገራል ።

፳፻፳፬ ፣ ፲፫ኛው ፡ ዕድሜዋ ፡ ከ፳ ፡ ዘመን ፡ ያለፈውን ፡ ማግባት ፡ እንዳይገባ ፡ ይናገራል ።

፳፻፳፭ ፣ ፲፬ኛው ፡ የባሊን ፡ ሞት ፡ የኅዘን ፡ ወራትን ፡ ያልፈጸመች ፡ ሴት ፡ ማግባት ፡ እንዳይገባ ፡ ይናገራል ። ይኸውም ፡ ሙሉ ፡ ዓመት ፡ ወደምባሏ ፡ ከሞቶ ፡ ጀምሮ ፡ ሂ ፡ ወር ፡ ናት ። ከዚህ ፡ ወራት ፡ አስቀድሞ ፡ ያገባ ፡ ከሚሰቱ ፡ ርሰት ፡ ይከልከል ። ሴትም ፡ ከባሏ ፡ ርሰት ፡ አርሱም ፡ አርሱም ፡ ከታዘዘላቸው ፡ ይህ ፡ የቀን ፡ ርዘመት ፡ ከመጋባት ፡ ይከለክላል ፡ ከመተጫጨትና ፡ ቃል ፡ ከማሰር ፡ አይከለክልም ። ነገር ፡ ግን ፡ በጸሎት ፡ ይሁን ።

፳፻፳፮ ፣ ፲፯ኛው ፡ ከወንድና ፡ ከሴት ፡ እያንዳንዱ ፡ ካልወደዱ ፡ ሌላ ፡ ሊያጋባቸው ፡ እንዳይገባ ፡ ይናገራል ። ወደም ፡ ድል ፡ ከመነግት ፡ ግብራት ፡ ወገን ፡ አንዱን ፡ በመያዝ ፡ ይህን ፡ ሥራ ፡ በመድ ፡ ይኸውም ፡ ከቅሚያ ፡ ወገኖች ፡ እንዱ ፡ ስለማገባር ፡ የሚናገር ፡ ነው ። ይኸውም ፡ ፪ ፡ ከፍል ፡ ነው ። መጀመሪያው ፡ ከሞግዚትነቱ ፡ ስር ፡ ካለዘት ፡ ሰው ፡ ምክር ፡ በስተቀር ፡ መተጫጨቱ ፡ እንዳይሆን ፡ ይናገራል ። ጋብቻ ፡ የሚጋቡት ፡ የሁለቱ ፡ ፈቃድ ፡ አነርሱ ፡ ከሥልጣናቸው ፡ በታች ፡ ባሉ ፡ በሞግዚቶችም ፡ ፈቃድ ፡ ካልሆነ ፡ በስተቀር ፡ አይደረግ ፡ ይህም ፡ ከጋብቻ ፡ ተክሊል ፡ ከማድረስ ፡ ይከለክላል ። ከመተጫጨት ፡ ማጫ ፡ ከመስጠት ፡ አይከለክልም ። ዙለተኛ ፡ ከፍል ፡ ለሀገር ፡ አሳዳሪ ፡ ለመኔንንቱ ፡ ለልጆቹ ፡ ክእርሱ ፡ ወገኖች ፡ ስእዱስንኔ ፡ ከእነርሱ ፡ እንዲቱን ፡ በእርዳታ ፡ ሊያጫት ፡ እንዳይገባ ፡ ይናገራል ። እካለ ፡ መጠን ፡ ያላደረሰችም ፡ ከሆነ ፡ እንደዚህ ፡ ነው ። ነገር ፡ ግን ፡ ይህ ፡ ከመተጫጨት ፡ አይከለክልም ።

፳፻፳፯ ፣ ፱ኛ ፡ ከፍል ፡ ጠስ ፡ ፀቱ ፡ ያህዜ ፡ ወደም ፡ የታጨች ፡ ማጫ ፡ ከስጠ ፡ በኋላ ፡ ምንገሶናን ፡ በመድ ፡ አጭታው ፡ አስቀድሞ ፡ የሰጣትን ፡ ማጫ ፡ ሊወስድ ፡ ይገባዋል ። እራሳቸውም ፡ የወሰድቸውን ፡ ያለትርፍ ፡ ልትመልስ ፡ ይገባል ።

፳፻፳፰ ፣ ከፍል ፡ አስቀድሞ ፡ መተጫጨትና ፡ ማጫ ፡ መስጠት ፡ ግን ፡ ስለማግባት ፡ ነው ። ይኸ

አንቀጽ ፡ ፳፱ ፡

ሰለ ፡ ጋብቻ ፡

ቡቱ ፡ በምክር ፡ ፍጹም ፡ ወበእንታ ፡ ኅሙሳ ፡
 ነሱ ፡ በኑህ ፡ መዋዕል ፡ ዘተዓይመ ፡ እንታ ፡
 ቡቱ ፡ ተሰንእወ ፡ ከመ ፡ ትጽናሶ ፡ ፍቅርሙ ፡
 ምሰለ ፡ አቦ ፡ ብሂሎቶሙ ፡ ወከመ ፡ ደትወቀብ ፡
 ወረዛ ፡ ዘተሰንእወ ፡ በእንታእሁ ፡ እስከ ፡ ይበ
 ጽሕ ፡ ለመጠነ ፡ እካል ፡ ከመ ፡ እይቅድም ፡
 እምነሃ ፡ ወከመ ፡ ይኩን ፡ ተሰፋ ፡ እውስቦ ፡
 ንጹሕ ፡ ረዳእ ፡ በእንታ ፡ ዐቂቦ ፡ ንጽሕ ፡
 ወከመ ፡ ይሚጥ ፡ ጸሕቃታ ፡ በዘኩ ፡ ሶድሚ ፡
 ለእስተዳልዎተ ፡ ዘይትፈቀድ ፡ ለመፍቅድ ፡
 መርዓ ፡ ወያጽንሶ ፡ ፍቅር ፡ በእንታ ፡ ተደምሮ ፡
 ወይትሉ ፡ ትእዛዘ ፡ ፈጣሪ ፡ ጠቢብ ፡ ሎቱ ፡ ስብ
 ሐት ፡ እበመ ፡ ወእቱ ፡ ይበ ፡ አይሚኒ ፡ ከመ ፡
 ይንበዢ ፡ ብእሲ ፡ ዛሕቲቱ ፡ ዳእሙ ፡ ንግበር ፡
 ሎቱ ፡ ረድኡተ ፡ በእምሳሊሁ ፡ ቅድመ ፡ አሰ
 ፈወ ፡ ወእምዝ ፡ ገብረ ፡

ውም ፡ በቁርጥ ፡ ሐሳብ ፡ ፈቃድ ፡ ይሰንበት ፡
 ዘንድ ፡ ነው ፡ እሺ ፡ ከማለታቸውም ፡ ጋራ ፡
 ፍቅራቸው ፡ ትጽና ፡ ዘንድ ፡ በተሰማሙበት ፡
 በቀጠሮው ፡ ቀን ፡ ርዘመት ፡ ሁሉን ፡ ስለመፈ
 ፈለግ ፡ ነው ፡ ሰለ ፡ እርሱ ፡ የተሰማሙለት ፡
 (ያጨሰት) ፡ ኅልማሳ ፡ እካሰ ፡ መጠን ፡ እስኪያ
 ደርሰ ፡ በእርሷ ፡ እንዲቀድም ፡ ይጠበቅ ፡
 ዘንድ ፡ ነው ፡ ንጹሕ ፡ ረዳት ፡ የዞን ፡ የጋብቻ ፡
 ተሰፋም ፡ ንጽሕናን ፡ ስለመጠበቅ ፡ ይሰን ፡
 ዘንድ ፡ ነው ፡ በዚያ ፡ ወራትም ፡ ለሠርጉ ፡
 መፍቅድ ፡ (ጣጣ) ፡ የሚያስፈልገውን ፡ ወደ
 ማዘጋጀት ፡ ሐሳቡን ፡ ይመልስ ፡ ዘንድ ፡
 ነው ፡ ስለመገናኘት ፡ ፍቅርን ፡ ያጸና ፡ ዘንድ ፡
 ነው ፡ ከብር ፡ ምስጋና ፡ ይግባውና ፡ የጠቢብ ፡
 ፈጣሪ ፡ ትእዛዘን ፡ ይከተል ፡ ዘንድ ፡ ነው ፡
 እርሱ ፡ የምትመስለውን ፡ ረዳት ፡ እንፍጠርለት
 እንጂ ፡ ስው ፡ ብቻውን ፡ ሊኖር ፡ እይገባም ፡
 ብሏልና ፡ አስቀድሞ ፡ ተሰፋ ፡ ስጠ ፡ ከዚህም ፡
 በኋላ ፡ ፈጠረ ፡

፳፻፷፱ ምዕራፍ ፡ ሣልስ ፡ በእንታ ፡ ፍኅረት ፡ ወውእቱ ፡
 ላሶለ ፡ ቺቱ ፡ እካፋል ፡ ክፍል ፡ ቀዳማዊ ፡ በእ
 ንታ ፡ ውሳኔ ፡ ፍኅረት ፡ ወትእዛዛቲሁ ፡ ጠስ ፡
 ሕዳ ፡ ፍኅረሰ ፡ ኪዳን ፡ ወእቱ ፡ ወተሰፋ ፡ ዘይ
 ቀድም ፡ እምእውስቦ ፡ ወይከውን ፡ በመጽሐፈ ፡
 መልእክት ፡ ወዘእንበለ ፡ መጽሐፍ ፡

፳፻፷፱ ይኛው ፡ ምዕራፍ ፡ ስለማጨት ፡ ይናገራል ፡
 እርሱም ፡ በቺ ፡ የተከፈለ ፡ ነው ፡ መጀመሪያው ፡
 ክፍል ፡ ስለማጨትና ፡ ስለሙሉ ፡ ውሳኔ ፡ ነው ፡
 ጠስ ፡ ሕ ፡ ማጨትስ ፡ ቃል ፡ ኪዳን ፡ መጋባትና ፡
 ከጋብቻ ፡ የሚቀድም ፡ ተሰፋ ፡ ነው ፡ በደብ
 ዳቤ ፡ ያለደብዳቤም ፡ ይሁን ፡

፳፻፸፬ መጀ ፡ ሕዳ ፡ መግብረ ፡ እስተጽንዖ ፡ በዘንቱ ፡
 ከመ ፡ ያስተጽንቦ ፡ ፍኅረተ ፡ በቅድመ ፡ ቺቱ ፡
 ካዘናት ፡ እምእሶሩግ ፡ በእንብሮተ ፡ እድ ፡ ወበ
 መስተል ፡ ኅታሚ ፡ ወሕልተት ፡ ወይሥርቡ ፡
 ከዋን ፡ ሕዳ ፡ ወይጽሐፍ ፡ በመጽሐፍ ፡ ወበተሰ
 ናእምቶሙ ፡ ለእለ ፡ ይትረብቡ ፡ ወበተሰናዎተ ፡
 ሐዓንቱ ፡ ወለዘኒ ፡ ዘለወት ፡ ይእቲ ፡ ታሕተ ፡
 ምግቡ ፡ ወሰእሙ ፡ አይትመዋዮ ፡ ታሉ ፡
 ብወሕ ፡ ላቲ ፡ ከመ ፡ ትትመዋዮ ፡ ለእመ ፡
 ፈቀድ ፡ ከመ ፡ ይፍኅረ ፡ ለዘውእቱ ፡ ዘእኮን ፡
 ድልወ ፡ ላቲ ፡ ወዘይከውና ፡ እሙመ ፡

፳፻፸፬ መጀ ፡ ሕ ፡ ይሰንም ፡ የማጽናት ፡ ግብር ፡ ከሽ
 ማግሎች ፡ ወገን ፡ በሁለት ፡ ካዘናት ፡ ፈት ፡
 እጅ ፡ በመሔን ፡ በሚያከብር ፡ መስተል ፡ በቀ
 ለበት ፡ መተሔጨትን ፡ ያጽኑ ፡ ዘንድ ፡ ነው ፡
 የመተሔጨትን ፡ ዙኔታ ፡ በሚገቡት ፡ ስምም
 ነትና ፡ በምግዘቲቱ ፡ ስምምነት ፡ ወሰነው ፡
 በደብዳቤ ፡ ያጸፉ ፡ ከሥልጣኑ ፡ በታች ፡ ያለ
 ችውንም ፡ ተሰማሚ ፡ ለማይደናትና ፡ ክፍ ፡
 ለሚሆንበት ፡ ሊያሔት ፡ በወድ ፡ ቃሉም ፡ ባደ
 ለወጥ ፡ ለርሷ ፡ ታሊን ፡ ትሰውዮ ፡ ዘንድ ፡ ሥል
 ጣን ፡ እላት ፡

፳፻፸፭ ወደታቀ ፡ ዝንጉዓን ፡ እለ ፡ አልቦሙ ፡ ልብ ፡
 ወለእመኒ ፡ ኮኑ ፡ ምሰለ ፡ ሐገኒት ፡ አይፍቅዱ ፡
 ኅበ ፡ ኅብረተ ፡ አበሂሆሙ ፡ በጊዜ ፡ ያስተዋስ
 ብዎሙ ፡ ወእ ፡ በጊዜ ፡ ፍኅረቶሙ ፡ ወባሕቱ ፡
 ዝንቱ ፡ ይኩን ፡ በትዛዘ ፡ ፈታሐ ፡

፳፻፸፭ እእምሮ ፡ የሌላቸው ፡ የዝንጉዎች ፡ ልጆች ፡
 ከሞገዘት ፡ ገዢ ፡ ያሉ ፡ በዚህ ፡ በሚያጨላ
 ቸውና ፡ በሚያጋቡዋቸው ፡ ጊዜ ፡ የአባቶቻቸውን
 ሙን ፡ እንድነት ፡ እይፈልጉ ፡ ነገር ፡ ግን ፡ በዳኛ
 ትእዛዘ ፡ ይሁን ፡

፳፻፸፪ መከ ፡ ሃወጃቱ ፡ ወይይሉ ፡ እንከ ፡ እውስቦ ፡
 ዘእንበለ ፡ ትልወት ፡ ወእኮዓ ፡

፳፻፸፪ መከ ፡ ሃጃ ፡ እንግዲቦ ፡ ያለ ፡ ትሎት ፡ ያለ ፡
 ማሔ ፡ ማግባት ፡ ይገባል ፡

አንተ፡ ጸፃ፡

ሰለ፡ ግብፃ፡

ጸፃ። ጠስ፡ ዘፍዱ፡ ወዘኅዘነት፡ በእንተ፡ ብእሲሃ፡
ኢትትከላእ፡ እምኅኅረት፡ ወኢያኅኅሩ፡ ሰዘ
ኢኅለፈ፡ መዋዕሊሁ፡ እምኅኅተ፡ ዓመት፡ ወለ
ዘኅረረ፡ ወኢሁርዐ፡ ዕድሜ፡ ውሱነ፡ ለአው
ስዐ፡ ለእመ፡ ኮነ፡ ህልወ፡ ይኩን፡ ዕድሜሁ፡
፪ተ፡ ዓመተ፡ ወለእመ፡ ነገደ፡ ርኑቀ፡ ይኩን፡
ዕድሜሁ፡ ፫ተ፡ ዓመተ፡ ወለእመሰ፡ ተወሰነ፡
እምዛተ፡ ዕድሜ፡ ይደሉ፡ ከመ፡ ትትወሀብ፡
ለካልእ፡ ወይደሉ፡ ከመ፡ ይኩን፡ ዕድሜ፡ ፬ተ
ዓመተ፡ ለእመ፡ ኮነ፡ በምክንያት፡ ዕወቅ፡
ዘከመ፡ ይዋ፡ አው፡ ፈደሃ፡ ዕዳ፡ አው፡ አበሳ፡
ዘይደሉ፡ ለሞት፡ አው፡ ንግደት፡ ርኅትት፡
አንተ፡ ኮነት፡ በእንተ፡ ዓጻዛ።

ጸፃ። ጠለክብ፡ ይደልዎ፡ ሎቱ፡ ከመ፡ ይፋታሕ፡
ፋኅረተ፡ ለእንተ፡ ሀለወት፡ ታሕተ፡ ሥል
ጣኑ፡ ወአኮ፡ ለእንተ፡ ትንብር፡ ታሕተ፡ ሥል
ጣኖ።

ጸፃ። ጠለክደልዎ፡ ለዘአማዕተብዎ፡ ከመ፡ ይፋ፡
ታሕ፡ ዘነዋ፡ ኮነ፡ ፈኅረ።

ጸፃ። መጅ፡ ዘፍዱ፡ ወለእመሰ፡ ኮነ፡ አለ፡ ይትዋ
ሰቡ፡ ድክተማን፡ ወኢብጹካን፡ እምጣን፡
ወአልዐ፡ አብ፡ ለፍዱ፡ እምኒሆሙ፡ ወኢእም፡
ወኢአዛዚ፡ ወፈኅሩ፡ ነፋሳቲሆሙ፡ በቅድመ፡
ሰብእ፡ ወለእመ፡ ኅዘኑ፡ በእንተ፡ ዝንቱ፡
ለይንበሩ፡ እስከ፡ ይበጽሑ፡ ፲መጅተ፡ ዓመተ፡
ወለእመ፡ እይደሉ፡ ለፍዱ፡ እምኒሆሙ፡
ይሱሲ፡ ካልእ፡ በእንተ፡ ኅጢአ፡ ሥርዓ
ቶሙ፡ ወለእመ፡ ፈጸሙ፡ ኅልቄ፡ ዝንቱ፡
ዓመት፡ ለመልእ፡ ለሁኅሆሙ፡ ይኩን፡ ሎሙ
ከመ፡ ይግበሩ፡ ዘራቶዱ፡ እመኒ፡ ኅብረተ፡
ወእመኒ፡ ፋልጠተ።

ጸፃ። ዘዕንቆራ፡ ፲ተ፡ ለወለት፡ እንተ፡ ሀለወት፡
ውስተ፡ ሕፅነ፡ ወላድያኒሃ፡ አው፡ በሥልጣን፡
ዘእሃ፡ ወፈኅረ፡ ፍዱ፡ ብእሲ፡ ለርእሱ፡ ወአሆ
ትቤሎ፡ ለተዋሰዐ፡ ወበልዑ፡ ወሰትዩ፡ በበይ
ናቲሆሙ፡ ወእምዘ፡ አኅዛ፡ እምድኅረ፡ ዝንቱ
ተዓጋሊ፡ ወነሥእ፡ በግብር፡ አው፡ በጉሕ
ሉት፡ ወተደመራ፡ ትትመዩዮ፡ ኅበ፡ ዘፈኅረ፡
ቀዳሚ፡ በዘኮነ፡ ከዋሃ፡ በምንትኒ፡ ግብር፡
ለእመ፡ ይራትድ፡ ውአቱ፡ ወለእመሰ፡ ኢራ
ተደ፡ ይደልዎ፡ ለተዓጋሊ፡ ከመ፡ ይውስዛ፡
ለእመ፡ አልቡቱ፡ ብእሲት።

ጸፃ። ጠስ፡ ፩፡ በባሊ፡ ሞት፡ ይዘነች፡ ሴት፡ ከመታ
ጨት፡ አትከልከል፡ ዕድሜው፡ ከ፺፡ ዓመት፡
ላላል፡ ሕፃን፡ እይደሉት፡ ሚስት፡ እጭቶ፡
የሞርጉን፡ ተን፡ ያልወሰነ፡ ሰው፡ በፃገር፡
ያለ፡ በሆን፡ ቀጠሮው፡ እስከ፡ ሁለት፡
ዓመት፡ ይሁን፡ ወደሩት፡ ፃገር፡ የሄደ፡ በሆን፡
ቀጠሮው፡ ፫፡ ዓመት፡ ይሁን፡ ከዚች፡ ቀጠሮ፡
በበልቶ፡ ግን፡ ለሌላ፡ ሰው፡ ልትሰጥ፡ ይገ
ባል፡ በታወቀ፡ ምክንያት፡ በሆን፡ ግን፡ ቀጠ
ሮው፡ ፱፡ ዓመት፡ ሊሆን፡ ይገባል፡ ይኸውም፡
አንደ፡ መታመም፡ ወይም፡ ዕዳ፡ እንደ፡ መከ
ፈል፡ ወይም፡ ሰሞት፡ እንደሚያበቃ፡ ወን
ጅል፡ ወይም፡ ስለ፡ ጭንቅ፡ የሆነች፡ ፋት፡
ሀገር፡ እንደ፡ መሄድ፡ ያለ፡ ነው።

ጸፃ። አባት፡ በራሷ፡ ሥልጣን፡ ለምትኖረው፡ ያይ
ደለ፡ በእርሱ፡ ሥልጣን፡ ለምትኖረው፡ ልጅ፡
ውልን፡ ሊኸር፡ ይገባዋል።

ጸፃ። ለምግቢት፡ እጮኛዋን፡ ሊያሰናብት፡ አይገባ
ሉም።

ጸፃ። መጅ፡ ፩፡ የሚጋቡት፡ ልጆች፡ ደኅ፡ አደጋች፡
አካለ፡ ሙጠን፡ ያላደረሱ፡ በሆነ፡ ከእነርሱ፡
ወገን፡ ለአንዱ፡ አባት፡ እናት፡ ምግቢት፡ ዛይ
ኖረው፡ ራሳቸው፡ በሰው፡ ፈት፡ በተሜላላ፡
ስለዚህም፡ በያዘኑ፡ ፲፮፡ ዓመት፡ እስኪመላ
ቸው፡ ይቆዩ፡ ከእነርሱ፡ ወገን፡ ለአንዱ፡ አስ
ተዳደራቸውን፡ ባለማወቅ፡ ሁለተኛውን፡ ሊመ
ግብ፡ ዛይችል፡ የዚህን፡ ዓመት፡ ቀኑር፡ በፈ
ጽሙ፡ አእምሮአቸውም፡ ትክክል፡ በሆን፡
አብረው፡ በኖሩም፡ በሊያዩም፡ የወይዳትን፡
ሊያደርጉ፡ ይገባቸዋል።

ጸፃ። ዕንቆራ፡ ፲፡ በወላጆቹ፡ ሥልጣን፡ ወይም፡
በራሷ፡ ሥልጣን፡ ያላቸውን፡ ልጅ፡ እንድ፡
ሰው፡ ለራሱ፡ በያሜት፡ ሊገብቻም፡ እሺ፡
ብትለው፡ አብረው፡ (ጳ.ት፡ ማያ)፡ በበሉ፡
በጠጡ፡ ከዚህ፡ በኋላ፡ ቀማኛ፡ በያዛት፡
በግድ፡ ወይም፡ በተንኮል፡ ነጥቆ፡ በደር
ስባት፡ የሆነ፡ ሁኖ፡ በማናቸውም፡ ነገር፡
እርሱ፡ ከፈቀደ፡ ቀድሞ፡ ወደአሜት፡ ሰው፡
ትመለስ፡ ባይወድ፡ ግን፡ ቀማኛው፡ ሰው፡
ሚስት፡ ከሌለችው፡ እርሱ፡ ሊያገባት፡ ይገ
ባዋል።

አንቀጽ ፡ ፳፱ ፡

ሰለ ፡ ፶ብቻ ፡

፪፻፸፰ ሥርዋጽ ፡ ይብል ፡ በቀኖናተ ፡ ኤጲፋንዮሰ ፡
ጠካልአኒዮ ፡ ዘይዘሙ ፡ በወለት ፡ ድንግል ፡
ኢያሱተዋሰብም ፡ ኪያሃ ፡ ለእመ ፡ ኢጎደጋ ፡
ፈኅሪሃ ፡ ዘቀዳሚ ፡ ለእመ ፡ ኮነት ፡ ናጎርተ ፡
ጠለእመሰ ፡ ኢተናጎረት ፡ ይኩን ፡ በሥምረት ፡
ሰብእ ፡ ዚእሃ ፡ ወእምድጎረ ፡ ዝነቱ ፡ ያውሰብ ፡
ኪያሃ ፡ በግብር ፡ ወለእመኒ ፡ ኮነት ፡ ነዳዪተ ፡
ጠሕሥምተ ፡

፪፻፸፱ ክፍል ፡ ዳግም ፡ በእንተ ፡ ዓረቦን ፡ ዘናጎረት ፡
ጠሰ ፡ ጀቱ ፡ ዓረቦንሰ ፡ ዘበእንተአቡ ፡ ውእቲኬ ፡
እምክመ ፡ አበዩ ፡ ነግኢው ፡ እምድጎረ ፡ ተመ
ጠመ ፡ ኪያው ፡ ወጎደፋ ፡ ለተሰናእም ፡ ያሚጥ ፡
ዘአንዘ ፡ ገበሮ ፡ ካሰበተ ፡ ወእመ ፡ አበዩ ፡ ወሃ
ቤው ፡ ለበረቦን ፡ ያደቅ ፡ ዓረቦን ፡ ዘወዘዞ ፡

፪፻፸፱ ወለእመሰ ፡ ኮነ ፡ ምክንያተ ፡ ሞት ፡ ተዳደቆ ፡
ቦ ፡ ውሰቲቲ ፡ ጀቱ ፡ ቃላት ፡ ሄዱ ፡ እምኒየሙ ፡
ጠሰ ፡ ጀቱ ፡ ያሚጥ ፡ ዘነሥእ ፡ ለእመ ፡ ኢኮነ ፡
ዘሞተ ፡ ውእቲ ፡ ምክንያተ ፡ ተድጎሮ ፡ ዘናጻሚ ፡
ኩብካብ ፡

፪፻፹፩ ወዳግማዊ ፡ ዘዶጸንዕ ፡ ውእቲ ፡ መጅ ፡ ያወኒቲ ፡
ወእመሰ ፡ ሞተት ፡ ያእቲ ፡ ብእሲት ፡ ለደግ
ብእ ፡ ፈኅሪሃ ፡ እምሰብእ ፡ ዚእሃ ፡ ዘወዘበ ፡
በእንተአሃ ፡ ዘእንበለ ፡ መብልፅ ፡ ወመሰቲ ፡
ዘወዘበ ፡ ወለእመሰ ፡ ሞተ ፡ ውእቲ ፡ ብእሲ ፡
ዘሎቲ ፡ ሕዜ ፡ ወአልቦቲ ፡ ወራሲ ፡ ያጎድጉ ፡
ላቲ ፡ ዘነሥኢት ፡ እምነቤው ፡ እሰመ ፡ ላቲ ፡
ያደልዋ ፡ እምካልአን ፡ በእንተ ፡ ሞተ ፡ ምታ ፡
ለወለት ፡ ሕዕደት ፡ ወእመሰ ፡ ቦቲ ፡ ወራሲዶን ፡
ደግብኡ ፡ ስሙ ፡ መንፈቀ ፡ ንዋዩ ፡ ወመን
ፈቁ ፡ ያትርፍ ፡ ላቲ ፡ ለእመ ፡ ኮነ ፡ ተዋሰሰ
ቶሙ ፡ በጥዩቅ ፡

፪፻፹፪ ጠሰ ፡ ጀቱ ፡ ወለዘሂ ፡ ተውርዐ ፡ በሕይወተ ፡
አብ ፡ ወሥምረ ፡ ቦቲ ፡ ኢዶወልጥም ፡ ወእመኒ ፡
አቡሃ ፡ ለወለት ፡ አው ፡ እማ ፡ ነሥኢ ፡ ዓረቦን ፡
አው ፡ እምነጠ ፡ ዚእሃ ፡ በእንተ ፡ ወለተ ፡
ወልዱ ፡ ወኮነ ፡ መዋዕሊዎሙ ፡ ዘበጽሑ ፡ ለመ
ጠነ ፡ አካል ፡ ያንሥኢ ፡ ምክሶቤተ ፡ ለእመ ፡
ኮነ ፡ ዘይትክሰሎሙ ፡ ገበረ ፡ መርኃ ፡ ወአበዩ ፡
ገበሮቶ ፡ ወእመሰ ፡ ኮነ ፡ ዘኢይትክሰሎሙ ፡
ለደሞብኡ ፡ ዓረቦን ፡ ዘእንበለ ፡ ካሰበት ፡ ወበዘ
ንቱ ፡ ናትሕ ፡ ይኩን ፡ ግብር ፡ ለዘነሥኢ ፡ እግ

፪፻፸፰ ሥርዋጽ ፡ በኤጲፋንዮሰና ፡ በሌሎች ፡ መጻሕ
ፍት ፡ እንዲህ ፡ ያላል ፡ በድንግሊቲ ፡ ልጅ ፡
የሰሰነ ፡ ሰው ፡ የታጨች ፡ ከዞንች ፡ የቀድሞ ፡
እሙኛዋ ፡ ካልተዋት ፡ እርሷን ፡ እያጋቡት ፡
ያልታጨች ፡ ከዞንች ፡ ግን ፡ በቤተሰቦቿ ፡
ፈቃድ ፡ ያውን ፡ ከዚህ ፡ በኋላ ፡ ድንም ፡
ብትዞን ፡ መልክ ፡ ጥፋም ፡ ብትዞን ፡ በግድ ፡
ርሷን ፡ ያግባ ፡

፪፻፸፱ ሁለተኛው ፡ ክፍል ፡ ስለመተማራራው ፡ ፀረ
ቦን ፡ ይናገራል ፡ ጠሰ ፡ ጀ ፡ ስለርሱ ፡ (ስለመ
ተማራራት) ፡ የሚዞን ፡ ፀረቦን ፡ ግን ፡ ፀረቦንን ፡
ከተቀበለ ፡ በኋላ ፡ ተቀባዩ ፡ እንቢ ፡ ቢል ፡
ውሉንም ፡ ቢያረርሱ ፡ የተቀበለውን ፡ ዕጥፍ ፡
አድርጎ ፡ ይመልሱ ፡ ዘንድ ፡ ነው ፡ ፀረቦን ፡
ሰድሎ ፡ እንቢ ፡ ቢል ፡ ግን ፡ የሰጠው ፡ ፀረ
ቦን ፡ ይቅርቡት ፡

፪፻፹፱ የሞት ፡ ምክንያት ፡ ድንገት ፡ ቢያገኘው ፡ ግን ፡
በውሰጡ ፡ ሁለት ፡ ነገሮች ፡ አሉ ፡ ከእነርሱ ፡
አንዱ ፡ ጠሰ ፡ ጀ ፡ ማርጌ ፡ የሚፈጽምበት ፡
ቀን ፡ በመቆየቱ ፡ ምክንያት ፡ እርሱ ፡ የሞተ ፡
ካልዞን ፡ የወሰደውን ፡ ይመልሱ ፡

፪፻፹፩ ሁለተኛው ፡ የሚጻፍ ፡ ነው ፡ መጅ ፡ ካወኒ ፡
ይህች ፡ ሴት ፡ ብትሞት ፡ ግን ፡ እሙኛዋ ፡ ከተ
በላውና ፡ ከተጠጣው ፡ በቀር ፡ ስለእርሷ ፡ የሰ
ጠውን ፡ ከቤተ ፡ ሰቦቹ ፡ መልሶ ፡ ይውሰድ ፡
ማጫ ፡ የሰጠው ፡ ሰው ፡ ቢሞት ፡ ግን ፡ ወራ
ሽም ፡ ከሌለው ፡ ከእርሱ ፡ ዘንድ ፡ የወሰደች
ውን ፡ ማጫ ፡ ይተወላት ፡ ባሏ ፡ ስለሞተ ፡ ከሌ
ሎች ፡ ያልቅ ፡ ለታጨችቱ ፡ ልጅ ፡ ለርሷ ፡ ያገ
ባታልና ፡ ወራሾች ፡ ቢኖሩት ፡ ግን ፡ የገንዘቡን ፡
እኩሌታ ፡ ይመልሱላቸው ፡ እኩሌታው ፡ ግን ፡
መጋባታቸው ፡ እውነት ፡ ከዞን ፡ ይቅርላት ፡

፪፻፹፪ ጠሰ ፡ ጀ ፡ እባት ፡ በሕይወት ፡ ሳለ ፡ የተሠራው
ንና ፡ የተሰማግበትን ፡ አደላውጡት ፡ የልጅቲ ፡
አባት ፡ ወደም ፡ እናቷ ፡ ወደም ፡ አያቷ ፡ ስለወ
ንድ ፡ ልጁ ፡ ሴት ፡ ልጅ ፡ ለረቦን ፡ ቢቀበሉ ፡
ልጆች ፡ በዕድሜያቸው ፡ አካለ ፡ መጠን ፡ ያደ
ረሱ ፡ ዞንው ፡ ሠርግ ፡ ማሥሪግ ፡ ሲቻላቸው ፡
አናደርግም ፡ ቢሉ ፡ የወሰዱትን ፡ ማጫ ፡
ዕጽፍ ፡ አድርገው ፡ ይመልሱ ፡ የማይቻላቸው ፡
ቢዞኑ ፡ ግን ፡ ያለትርፍ ፡ ፀረቦንን ፡ ይመልሱ ፡
ፀረቦንን ፡ በተቀበለ ፡ በእርሷ ፡ ላይ ፡ ሥልጣን ፡

አንቀጽ ፡ ፳፱ ።

ስለ ፡ ጋብቻ ።

ዘእ ፡ ዘሥሉጥ ፡ ላዕሊሃ ፡ ዓረቦን ፡ ዘእሃ ።

ባለው ፡ በሞግዚቱም ፡ ይበ ፡ ፍርድ ፡ ግድ ፡ ይውንበት ።

፳፻፱፫ ወፍጻሜ ፡ መጠነ ፡ አካልሰ ፡ ዘእይው ፡ ጽ ፡ ዓመት ፡ ወአመ ፡ እኮ ፡ ጽወጌቱ ፡ ዓመት ። ወለ አንሰትኒ ፡ ኀወጌቱ ፡ ዓመት ፡ ወአመ ፡ እኮ ፡ ኀወጌቱ ፡ ዓመት ።

፳፻፱፫ የወንዶች ፡ የአካሉ ፡ መጠነ ፡ ፍጻሜ ፡ ኀኅዖ ፡ ዓመት ፡ ያም ፡ ባይሆን ፡ ኀኅዖ ፡ አምሰት ፡ ዓመት ፡ ነው ። የሴቶችም ፡ ኀፄ ፡ ዓመት ፡ ያም ፡ ባይሆን ፡ ኀጅ ፡ ዓመት ፡ ነው ።

፳፻፱፬ ወአሰሰሎተ ፡ ምልክናው ፡ ለዘእመገብም ፡ ላዕ ሊሆሙ ፡ ይጎሥሙ ፡ እምረታሐ ፡ ከመ ፡ ያሰሰ ል ፡ እምኔሆሙ ፡ ሥልጣን ፡ ምግብት ፡ በዘይብ ቀዳሞ ፡ ይመግቡ ፡ ቡቱ ፡ ምግባራቱሆሙ ፡ ወንሞላሙ ። እስመ ፡ እሙንቱ ፡ በደዕያን ፡ ከመ ፡ ይሥርዑ ፡ ማብሮሙ ፡ ወንሞላሙ ፡ ወከመ ይከግሙ ፡ ለምዕ ፡ በዘንቱ ።

፳፻፱፬ በእነርሱ ፡ ላይ ፡ የሾሙትን ፡ ሰው ፡ ሥልጣን ፡ ለማሰወገድ ፡ ሥራቸውንና ፡ ገንዘባቸውን ፡ በሚጠቅማቸው ፡ ገንዘብ ፡ ያሰተዳደሩበት ፡ ዘንድ ፡ የማለተዳደሩን ፡ ሥልጣን ፡ ከእነርሱ ፡ ላይ ፡ እንዲያንሣላቸው ፡ ከዳኛ ፡ ይጠይቁ ። ገንዘባቸውንና ፡ ሥራቸውን ፡ ለማከናወን ፡ ብቁዎች ፡ ናቸውና ፡ በዚህም ፡ ምስክር ፡ ይሆናቸው ፡ ዘንድ ።

፳፻፱፭ ወእምድንረ ፡ ዘንቱ ፡ ይግበሩ ፡ ዘተከሥተ ፡ ሎሙ ፡ በረጽሞተ ፡ ምክር ። ወለአመ ፡ ኮነ ፡ ፍንረት ፡ አማነ ፡ ወውሂበ ፡ ዓረቦን ፡ ለፍንረት ። ወእምድንረዝ ፡ ሰበ ፡ አበዩት ፡ ይእቱ ፡ ፍንርት እምተደምሮ ፡ ምስለ ፡ ፈንረሃ ፡ በእንተ ፡ አመመ ፡ ግእዙ ፡ ወብዙን ፡ ሰከተቱ ፡ አው ፡ በእንተ ፡ ዕልውቱ ፡ ሕገ ፡ ወተረፈው ፡ በፈቃድ ፡ ሕሊናው ፡ አው ፡ እመ ፡ ኮነ ፡ ወእቱ ፡ በእይት ከወሎ ፡ ከመ ፡ ይትረክብ ፡ ምስሉሃ ፡ ተረክቦተ ዘይብቀዕ ፡ ለወሊድ ፡ አው ፡ በካልእ ፡ ማብር ፡ ዘይደልዎ ፡ ተከልኔ ። ወእመሰ ፡ ቆሙ ፡ ሰማዕ ታት ፡ በእንተ ፡ ዘንቱ ፡ ከመ ፡ ይእቱ ፡ ብእሲት ፡ ወወላድያኒሃ ፡ እእመሩ ፡ ዘንቱ ፡ እምትድመ ፡ ነሣእ ፡ ዓረቦን ፡ እያንውሩ ፡ በእንበለ ፡ ነፍሳ ቲሆሙ ። ወለእመሰ ፡ እያእመሩ ፡ በዘንቱ ፡ ሰበ ፡ ተወከፉ ፡ ዓረቦን ፡ ጊዜ ፡ ፍንረት ፡ አው ፡ ኮነ ፡ ማብር ፡ እምድንረ ፡ ወሂበ ፡ ዓረቦን ፡ በምንትኒ ፡ ምክንያት ፡ ዘይደልዎ ፡ ተነሰሐ ፡ ሶበ ፡ ሚጠፍ ፡ ዓረቦን ፡ እይት፡ነወሥዎሙ ፡ ምክሰበቲ ።

፳፻፱፭ ከዚህ ፡ በኋላ ፡ ምክር ፡ በመረጸም ፡ የተገለጸላቸውን ፡ ያደርጉ ። መተግጫዎች ፡ ለመተግጫዎችም ፡ ሀረቦን ፡ መሰጠት ፡ ዕውነት ፡ ከዚህ ፡ ከዚህ ፡ በኋላ ፡ ይች ፡ ዕሙኛ ፡ ስለ ፡ ጠባዩ ፡ መግደንትና ፡ ስለ ፡ ሰባቱ ፡ ብዛት ፡ ወይም ፡ ስለ ፡ ሕግ ፡ አፍራሽነቱ ፡ በራሱ ፡ ፈቃድ ፡ ስለ መለዩቱ ፡ ወይም ፡ ልጅ ፡ ለመውለድ ፡ የሚጠቅመውን ፡ ፍካዜ ፡ ከእርሷ ፡ ጋራ ፡ ሊገናኝ ፡ የማይችል ፡ በሆነ ፡ ወይም ፡ ለመከልከል ፡ በሚያበቃ ፡ በሌላም ፡ ማብር ፡ በሆነ ፡ ከዕሙኛዋ ፡ ጋራ ፡ ከመገናኘት ፡ እንዘ ፡ ብትል ፡ ይች ፡ ሲትና ፡ ወላጆቿ ፡ በረቦን ፡ ከመተበላቸው ፡ አስቀድሞ ፡ ይሆን ፡ ነገር ፡ እንዳወቁ ፡ ምስክሮች ፡ ስለዚህ ፡ በመሰከሩ ፡ ከራሳቸው ፡ በቀር ፡ አይንቀፉ ። በሚያጩበት ፡ ጊዜ ፡ ሀረቦን ፡ ሲተበሉ ፡ ይሆን ፡ ባያውቁ ፡ ማን ፡ ወይም ፡ ሀረቦን ፡ ከመሰጠት ፡ በኋላ ፡ ለመመለስ ፡ በሚያበቃ ፡ በማናቸውም ፡ ምክንያት ፡ ይህ ፡ ግድ ፡ በሆነ ፡ ማጫውን ፡ በሚመልሱበት ፡ ጊዜ ፡ እጠፈራቱ ፡ እይረገግባቸው ።

፳፻፱፮ ክፍል ፡ ማልሰ ፡ በእንተ ፡ እምኛ ፡ እምትድመ ፡ መርኛ ፡ ዘይከውን ። ጠሰ ፡ ቺቱ ፡ ገሎ ፡ ብእሲ ፡ ዘወዘበ ፡ እምኛ ፡ ለፍጻሜ ፡ አውሰበ ፡ ለእመ ፡ እተረጸመ ፡ ከዋነ ፡ መርኛ ፡ ያማብኡ ፡ ሎቱ ፡ እምኛው ።

፳፻፱፮ ቺኛ ፡ ክፍል ፡ ከወርግ ፡ በራት ፡ ለለሚሆነው ፡ የእጅ ፡ መንሻ ፡ ይነገራል ። ጠሰ ፡ ቺ ። ጋብቻን ፡ ለመረጸም ፡ እጅ ፡ መንሻ ፡ የሰጠ ፡ ሰው ፡ ሁሉ ፡ የወርጉ ፡ አኳኝን ፡ ካልተረጸመ ፡ እጅ ፡ መንሻውን ፡ ይመልሱለት ።

፳፻፱፯ መክ ፡ ሃወጌቱ ፡ ወለአመሰ ፡ ብእሲ ፡ ለሊው ፡ አበዩ ፡ አውሰበታ ፡ በፈቃድ ፡ አንጉላ ፡ ዓረቦን ፡ ዘእው ፡ ወነሎ ፡ ዘወዘበ ፡ ላቲ ፡ እምኛው ። ወእመሰ ፡ ኮነ ፡ እመንገለ ፡ ብእሲት ፡ ታማብእ ፡

፳፻፱፯ መክ ፡ ሃኒ ። ራሱ ፡ ሰውየው ፡ ማግባቱን ፡ እንዘ ፡ ዘል ፡ ማን ፡ ለእርሱዋ ፡ ሀረቦንና ፡ የሰጣት ፡ እጅ ፡ መንሻውን ፡ ሁሉ ፡ በፈቃድ ፡ አጠፋ ። በሲቲ ፡ ብኩል ፡ በሆነ ፡ ማን ፡ ከሀረቦን ፡ ወገን ፡

ሆሎ ፡ ዘአኅዛት ፡ እምዓረቦን ፡ ወእምኃዛ ፡ ዘወ
ሀዘ ፡ ታግብእ ፡ በከመ ፡ ዓረቦን ።

፳፻፹፮ ጠሰ ፡ ቺ ፡ ወእምኃሰ ፡ ለፍንገት ፡ ወእቲ ፡
ወእኮ ፡ ለእውሰቦ ፡ እሰመ ፡ እምኃ ፡ ዘትክውን ፡
በዕለተ ፡ መርዓ ፡ እመ ፡ ሀለወት ፡ ብእሲት ፡
በቤታ ፡ ይከውን ፡ ላቲ ፡ እምኃ ፡ እሰመ ፡ ፍን
ርቲ ፡ ይእቲ ፡ ዘራንሬ ፡ እምርኑቅ ። ወእመኒ ፡
ሀለወት ፡ በቤተ ፡ ብእሲ ፡ ትከውን ፡ እምኃ ፡
ለብእሲት ። ወእብዕልተ ፡ እዳ ፡ ዘብእሲ ፡ ኢይ
ንሥኡ ፡ እምእምኃ ፡ ዘወዘባ ፡ ለፍንገቲ ፡ ምን
ተኒ ፡ እምንዋይ ።

፳፻፹፱ ዘዞቲ ፡ ወብእሲትኒ ፡ ትቅድም ፡ ነግእ ፡ ሕዓፃ ፡
ቅድመ ፡ አብዕልተ ፡ ሰዳ ፡ ዘምታ ፡ ወእትቅ
ድም ፡ በእንተ ፡ እምኃ ፡ ዘነግ ፡ ቅድመ ፡ መርዓ ፡
እምእብዕልተ ፡ ሰዳ ፡ ተዳማውያን ።

፳፻ ፱ ምሰራፍ ፡ ራብዕ ፡ በእንተ ፡ ግብረ ፡ ወላዲ ፡
ምሰሰ ፡ ወልዳ ፡ በእውሰቦ ፡ የሀብ ፡ በእንተአው
ከመ ፡ መላኪ ፡ ዘይትወረድ ፡ ህዩንተ ፡ ዘሀለወ ፡
ታሕተ ፡ ሥልጣኑ ፡ ጠሰ ፡ ዘቺቲ ፡ ኢይደልም ፡
ለኦብ ፡ እንብሮተ ፡ ወልዳ ፡ ለእውሰቦ ፡ ለእው ፡
ነበረ ፡ ወልዳ ፡ በንጽሕና ፡ እንዘ ፡ ሀለወ ፡
ታሕተ ፡ ሥልጣኑ ፡ ወእመሰ ፡ ኮነ ፡ ንዘሀለለ ፡
በግብና ፡ ኢይደልም ፡ ከመ ፡ ይእብይ ፡ ትእዛዞ ።

፳፻ ፺፩ ዘጣዎቹቲ ፡ ወለእመ ፡ ራቀይ ፡ ወላዲ ፡ ከመ ፡
ያስተዋሰብ ፡ ወለቶ ፡ እው ፡ ወለተ ፡ ወልዳ ፡
እው ፡ ወለተ ፡ ወለቲ ፡ ወወዘበ ፡ ትልወታ ፡
በእምጣን ፡ ክሂሎቲ ፡ ወእመ ፡ አበዩት ፡ እም
ድንገረ ፡ ዝንቲ ፡ ወራቀድት ፡ ግብረ ፡ ሕሆመ ፡
ትሰደድ ፡ እምርስቲ ።

፳፻ ፺፪ ዘፀቲ ፡ ወእይደልምጠ፡ ለውሎድ ፡ ከመ ፡ ይን
ሥቲ ፡ እውሰቦ ፡ በዘይን ፡ አሕሥም ፡ ዲበ ፡
ወላድያኒዮጠ፡ ከመ ፡ ያብእምጠ፡ ውስተ ፡
ሰዳ ፡ በውሃዘ ፡ ትሎት ፡ ወረድዮ ፡ እምኃ ፡
እንተ ፡ ነሥኡ ፡ እምቅድመ ፡ መርዓ ። ወእይ
ደሉ ፡ ለወላድያን ፡ ከመ ፡ ይንሥቲ ፡ ሕገ ፡ እው
ሰቦ ፡ በምንትኒ ፡ ሰደብ ፡ በከዋሮቶጠ፡ አበወ ፡
ወውሃዮጠ፡ ትሎተ ፡ ወእምኃ ፡ ዘይቡብም ፡
ቅድመ ፡ መርዓ ።

፳፻ ፺፫ ወዘሂ ፡ ይከልእ ፡ አለ ፡ ታሕተ ፡ ሕሰኑ ፡ እምያስ
ተዋሰቦጠ፡ ወይከልእጠ፡ በግፍዕ ፡ ከመ ፡ ኢይ
ስተዋሰቦም፡ ወእይቡብጠ፡ ትሎተ ፡
ድልው ፡ ለሊቃውንት ፡ ከመ ፡ የአዝዝም ፡ አስ
ተዋሰቦ ፡ ወትሎተ ።

የተቀበለችውን ፡ ዙሉ ፡ ትመልሰ ። የሰጣትን ፡
እጅ ፡ መንሻም ፡ እንደ ፡ በረቦኑ ፡ ትመልሰ ።

፳፻፹፮ ጠሰ ፡ ቺ ፡ እጅ ፡ መንሻ ፡ ግን ፡ ለማጨት ፡ ነው
አንጂ ፡ ለማግባት ፡ እይደልም ። በመርግ ፡ ቀን ፡
የሚሆን ፡ እጅ ፡ መንሻ ፡ አለና ። በቤቷ ፡ ያለች ፡
ሴት ፡ ብትሆን ፡ እጅ ፡ መንሻው ፡ ለእርሷ ፡ ይሆ
ናል ። ከሩቅ ፡ መጥቶ ፡ ያሚት ፡ ዕራማው ፡
ናትና ። በሰው ፡ በት ፡ ያለችም ፡ ብትሆን ፡
እጅ ፡ መንሻዋ ፡ ለሴትዋዋ ፡ ትሆናለች ። የሰ
ውየው ፡ ባለዕዳዎች ፡ ለዕራማው ፡ ከሰጣት ፡
እጅ ፡ መንሻና ፡ ገንዘብ ፡ ምንምን ፡ አይውሉዱ ።

፳፻፹፱ ዘ ፡ ሴትም ፡ ማጫዋን ፡ ለመውሰድ ፡ ከባላ ፡
ባለዕዳዎች ፡ በፊት ፡ ትቅድም ። ከመርግ ፡ በፊት
ስለሆነው ፡ እጅ ፡ መንሻ ፡ ግን ፡ ከራተኞች ፡
ባለዕዳዎች ፡ አትቅድም ።

፳፻ ፺ ሴኛ ፡ ምሰራፍ ። በጋብቻ ፡ ጊዜ ፡ አባት ፡ ከልጅ ፡
ጋራ ፡ ስለሚሠራው ፡ ሥራ ፡ ይናገራል ። ከሥ
ልጣኑ ፡ በታች ፡ ስላለው ፡ እንደሚቀበል ፡
ገዥ ፡ ስለ ፡ እርሱ ፡ ይሰጥ ። ጠሰ ፡ ቺ ፡ አባት ፡
ልጁን ፡ ከሥልጣኑ ፡ በታች ፡ ሳለ ፡ ልጁ ፡ በንጽ
ሕና ፡ ቢኖር ፡ ለማጋባት ፡ ማስገደድ ፡ አይገባ
ውም ። በሥራው ፡ ከነገላል ፡ ቢሆን ፡ ግን ፡
ትእዛዩን ፡ እንዘ ፡ ሊል ፡ አይገባውም ።

፳፻ ፺፩ ወዘ ፡ አባት ፡ ሴት ፡ ልጁን ፡ ወይም ፡ የወንድ ፡
ልጁን ፡ ሴት ፡ ልጅ ፡ ወይም ፡ የሴት ፡ ልጁን ፡
ሴት ፡ ልጅ ፡ ሊያጋባ ፡ (ሊድር) ፡ ቢወድ ፡ የተ
ቻለውን ፡ ያህል ፡ ትሎቷን ፡ ቢሰጥ ፡ ከዚህ ፡
በኋላ ፡ ከፉ ፡ ሥራን ፡ ወደዳ ፡ አንዚ ፡ ብትል ፡
ከርሱቲ ፡ ትንቀል ።

፳፻ ፺፪ ዘ ፡ ልጆችም ፡ ትሎት ፡ በመሰጠትና ፡ ከመርግ ፡
በፊት ፡ የወሰዱትን ፡ እጅ ፡ መንሻ ፡ በመክራል ፡
ዕዳ ፡ ውስጥ ፡ ሊያገባቸው ፡ ወለጆቻቸውን ፡
በማስቀየም ፡ ጋብቻን ፡ ሊያረርሱ ፡ አይገባቸ
ውም ። ወለጆችም ፡ ትሎት ፡ በመሰጠት ፡ ከመ
ርግ ፡ በፊት ፡ የሚሰጡትን ፡ እጅ ፡ መንሻ ፡ የሚ
ሰጡ ፡ አባቶች ፡ በመሆናቸው ፡ በምንም
ጭንቅ ፡ የጋብቻን ፡ ሥርዓት ፡ ሊያረርሱ ፡ አይ
ገባቸውም ።

፳፻ ፺፫ ከሥልጣኑ ፡ በታች ፡ ያሉትን ፡ ከማጋባቲ ፡
ያልቅ ፡ የሚከለክል ፡ እንደሚገባቸውም ፡ በግ
ፍዕ ፡ የሚከለክላቸው ፡ ትሎትም ፡ የማይሰጣ
ቸውን ፡ አጋባ ፡ ትሎት ፡ ስጥ ፡ ብለው ፡ ያዘ
ዙት ፡ ዘንድ ፡ ለዳኞች ፡ ያገባል ።

አንቀጽ : ፳፱ »

ሰለ : ጋብቻ »

፳፻፶፬ ወዘሰ ጎለፊት ጽወጅተ ዓመተ ሰባ ተሀከዩ ወላ ድያኒሃ : አምአስተዋሰቦታ : ይደሉ : ላቲ : ከመ : ትልእክ : ጎዘ : ሊቃውንት : ከመ : የአገዝዎሙ : ለወላድያኒሃ : ያስተዋሰብዋ : ወየሀቡ : ትሎታ : በአምጣን : ከሂሎቶሙ = ወአመሰ : ሥልጣን : ላቲ : ለርእሳ : ወደክ ውን : ዓመታቲሃ : ፍጹመ : ድልው : ላቲ : ከመ : ትንጎእ : ምተ : በከመ : ይደሉ : ለሕግ : ወለእመኒ : ኮነ : አቡሃ : ይጸልእ : ዘንተ = ወከ መዝ : ውእቱ : ፍትሔ : ለወልድ : እመ : ኮነ : ተባሰተ : አው : አንሰተ =

፳፻፶፭ ወለእመ : ኢተመይጠ : ሙቱሕ : በመጠነ : ትቲ : ዓመት : ይደልዎ : ለወልድ : ከመ : ያው ስብ : ወለእመ : ኢተአምረ : መካነ : አብ : በዝ ንቱ : ትቲ : ዓመት : እመ : ኮነ : ሕያወ : ይደ ልዎሙ : ለደቀቱ : ከመ : ያውስቡ : ዘፈቀዱ : በከመ : ትእዛዘ : ሕግ = ወውሉደ : ሙቀሕ : ወነጎዲ : ሰባ : አውሰሱ : አምቅድመ : ትቲ : ዓመት : ወተዐውቀ : ከመ : አቡሆሙ : አይሠ ምር : በዝንቱ : በመድ : ኢዮህኒ : አውስቦ ቶሙ = ወእመ : ኮነ : አቡሆሙ : ዘአልቦ : ልብ : አምጎዎሙ : የአክል : ለእመ : ኮነ : ለባዋ : ወእመ : አኮሰ : ይኩን : በምክረ : አዝማ ዲሃ =

፳፻፶፮ ወሰበ : ተጎአዙ : ምሰለ : አንተ : ልሀተት : ይኩን : በሥምረተ : መኰንን : ወለእመ : መከረ : ውእቱ : አመሃ : ከመ : ምክረ : አዝማ ዲሃ : ወዘለላሃ : ጎረዮት : ዕሩያነ : ኮኑ : በአም ሳል : ወበምግባር : ይግቡሩ : ዘከመ : ጎረዮት : ለሊሃ : ወለእመ : ተናፈቁ : በአንተ : አስተዋ ሰባታ : ለድከትምት : አንተ : አይብጽሐት : መጠነ : አካል : አዝማዲሃ : ወዐቃብያኒሃ : ይኩን : በዘጎረዮ : መኰንን : ወዘሃ : ይሚግብ : ንዋያ : ለድክምት : ባሕቲቱ : አልቦቲ : መባ ሕት : ለአስተዋሰቦታ : ኢክመ : ይክልእ : ወኢ : ከመ : የሀባ : ወአለሃ : የጎዘኑ : በአንተ : አቡሆሙ : ወአምጎዎሙ : አለ : ጎለፍ : አይ ስልእዎሙ : እምተዋሰቦ : በጊዜ : ጎዘኖሙ =

፳፻፶፯ ምዕራፍ : ኃምስ : በአንተ : ውሳኔ : አውሰቦ : ወግብራቲሁ : ወውእቱ : ይትከፈል : ጎበ : ትቲ አክፋል = ከፍል : ቀዳማዊ : በአንተ : ውሳኔ : ዘአውሰቦ : ወዝንቱ : ተሰናእዎ : ብአሲ : ወብእ ሲት : ውእቱ : ተሠናእዎተ : ከሁተ : በሰምዕ :

፳፻፶፬ ጸጽ : ዓመት : ያለፋት : ልጅ : ወላጆቹ : እር ሷን : ከማጋባት : ቸል : ቤሉ : እንደአቅማ ቸው : ትሎት : ሰጥተው : እንዲያገቡት : ወላ ጆቹን : ያዘዟቸው : ዘንድ : ወደ : ዳኞች : ልት ልክ : ለእርሷ : ይገባታል = ዘመኗ : ብዙ : ሆኖ : ለራሷ : ሥልጣን : ያላት : ብትሆን : ግን : አባቷ : ይሆንን : የሚጠላ : በሆንም : በሕግ : እንደሚገባው : ባል : ታገባ : ዘንድ : ለእርሷ : ይገባታል = ወንድ : በሆን : ሴትም : ብትሆን : የልጅ : ፍርድ : አንደዚህ : ነው =

፳፻፶፭ ለቺ : ዓመት : ያዘል : የታሠረ : አሰረኛ : ባይ ፈታ : ልጅ : ሊያገባ : ይገባዋል = አባት : ይጎ ናም : ከሆን : በዚህ : በሦስቱ : ዓመት : ያለ በት : በታ : ካልታወቀ : ልጆቹ : ሕግ : ስለሚ ያገዝ : የወደዱትን : ሊያገቡ : ይገባቸዋል = የአሰረኛና : እሩቅ : አገር : የሄደ : ሰው : ልጆች : ከቺ : ዓመት : በፊት : ቢያገዙ : አባታቸውም : ይኸን : ዝምድና : እንደማይወድ : ቢታወቅ : ግቢያቸው : ተስማሚ : አይሆንም = አባታቸው አእምሮ : የሌለው : በሆን : ባለአእምሮ : ከሆን : አያታቸው : ይበቃል = ይህ : ባይሆን : ግን : በዘመዶቹ : ምክር : ይሁን =

፳፻፶፮ ካደገችው : ጋራ : በተከራከሩ : ጊዜ : በዳኛ : ትእዛዝ : ይሁን = እርሱም : በመክር : እንደዚ መዶቹም : ምክር : በሆን : እርሷም : የመረጠ ችው : በመልክ : በሥራ : የተካከሉ : በሆኑ : እርሷ : እንደመረጠችው : ያድርጉ = አካለ : መጠን : ያላደረሰችውን : ይጎ : አደግ : ልጅ : ስለማጋባት : (ስለመዳር) : ዘመዶቹና : ሞግዚ ቶቹ : ቢለያዩ : ዳኛ : በመረጠው : ይሁን = የድጎ : አደጎቲን : ጎንዘብ : የሚጠብቅ : ሰው : ብቻውን : ሊያጋባት : ወይም : ሊከለክላት : ጥይም : ሊለጣት : ሥልጣን : የለውም = ስለ ሞቱ : አባታቸውና : አያታቸው : የሚያገኙ ትን : በሚያገኙበት : ወራት : ከጋብቻ : አይከ ልከኋቸው =

፳፻፶፯ አምስተኛ : ምዕራፍ : ስለጋብቻ : ውሳኔና : ስለ ሥራዎቹም : ይናገራል = ይኸውም : ከቺ : ወገን : ይክፈላል = መጀመሪያው : ከፍል : ስለጋብቻ : ውሳኔ : ይናገራል = ይኸውም : በእ ሙነተኛ : ምስክር : አንድ : ለማድረግ : በሚ

ጸዳቅ ፡ ወበጸሎተ ፡ ካህናት ፡ ለአስተፃምሮ ፡
ወለሕይወት ፡ በሰንአዌ ፡ ወለአጥርዮ ፡ ጥረታት
በዘይትራድኡ ፡ በእንተ ፡ ረኪበ ፡ መፍቅዳቱ
ሆሙ ፡ ወለወሴደ ፡ ዘርእ ፡ ዘይተርፍ ፡ ኅቡረ ፡
እምድኅራሆሙ ።

፳፻ ፺፭ ዳግም ፡ ዘናቀድም ፡ ነገረ ፡ በእንተ ፡ ተዋሰቦ ።
ጠሰ ፡ ፱ቱ ፡ እይኩን ፡ ሥርዓተ ፡ ተዋሰቦ ፡ ዘይ
ስተዋሰብዎሙ ፡ ዘእንበለ ፡ በተግምሮቶሙ ፡
ለክልኤሆሙ ፡ ወበሥምረተ ፡ ሐግንይቲሆሙ ።
ወእለሂ ፡ ይትዋሰቡ ፡ ይኩኑ ፡ ብጹካነ ፡ አም
ጣነ ፡ ብአሲ ፡ ወብእሲት ፡ ለብእሲኒ ፡ ዘኮነ ፡
ሎቱ ፡ ፳ ፡ ዓመታቲሁ ፡ ወለብእሲትኒ ፡ ዘኮነ ፡
፲ወ፳ቱ ፡ ዓመት ፡ ወእንተሰ ፡ ተወሰበት ፡ በካ
ልእ ፡ እምነ ፡ ዝንቱ ፡ እትከውን ፡ ብእሲተ ፡
ዘበሕግ ፡ ለእመ ፡ ኢተወክረት ፡ ትድምርተ ፡
ብእሲ ፡ ወእለሰ ፡ ያስተዋሰብዎሙ ፡ ያለው ፡
ሎሙ ፡ መጠነ ፡ ዝንቱ ፡ በዘይከውን ፡ ተዋሰቦ ፡
ሕጋዊ ፡ ዘድልው ፡ ለብእሲ ፡ ወብእሲት ፡ ወእ
ይግበሩ ፡ ሎሙ ፡ ተክሊል ፡ ምንተኒ ፡ በጎበኡ ፡
እንበለ ፡ ይትጋብኡ ፡ ብዙኑን ፡ እላ ፡ ይግበሩ ፡
በቅድመ ፡ ብዙኑን ።

፳፻ ፺፱ መጅ ፡ ፩ዱ ፡ ወማእወረ ፡ ተዋሰቦሰ ፡ እይከውን
ወእይትፈጸም ፡ ዘእንበለ ፡ በዘልዎተ ፡ ካህ
ናት ፡ ወጸሎት ፡ ዘላልሊሆሙ ፡ ወይመጥው
ዎሙ ፡ ቀርባነ ፡ ቅዱስ ፡ በጊዜ ፡ ተክሊል ፡
ዘቦቱ ፡ ይትዋሕዱ ፡ ክልኤሆሙ ፡ ወይከውን ፡
፩ደ ፡ ሥጋ ፡ በከመ ፡ ነገረ ፡ እግዚእነ ፡ ሎቱ ፡
ሰብሐት ፡ ወዘእንበለ ፡ ዝንቱሰ ፡ እይትጋልቀ ፡
ሎሙ ፡ እውሰቦ ፡ እሰመ ፡ ጸሎት ፡ ያእተ ፡ እንተ
ትፈትሕ ፡ እንሰተ ፡ ለእድ ፡ ወእይ ፡ ለእንሰት ።

፴፻ ክፍል ፡ ግልሰ ፡ በእንተ ፡ ገጸተ ፡ ተዋሰቦ ፡ ወዘ
ይተልዎ ፡ ወውእቱ ፡ ፲ወ፩ዱ ፡ ገጸ ፡ ገጸ ፡ ቀዳ
ማዊ ፡ ይትክረል ፡ ኅበ ፡ ኃምስቱ ፡ ክፍል ።
ክፍል ፡ ቀዳሚ ፡ እውሰቦ ፡ ቀዳማዊ ፡ ወናሁ ፡
ቀደመ ፡ ነገር ፡ በእንተአሁ ፡ ውሰተ ፡ ገጸ ፡
ቀዳማዊ ።

፴፻፩ ወዳግምኒ ፡ እውሰቦ ፡ ዳግማዊ ፡ መጅ ፡ ፯ቱ ፡
ወለእደውሰ ፡ ይደልዎሙ ፡ እውሰቦ ፡ ዳግማዊ ፡
ዘኢክሉል ፡ ወለእመ ፡ ኮኑ ፡ ሎሙ ፡ ውሉድ ፡
ሕግናት ፡ ይደልዎሙ ፡ ከመ ፡ ይሶቀቡ ፡ ርስ

ሆን ፡ በካህናት ፡ ጸሎት ፡ በሰምምነት ፡ ለመ
ኖር ፡ ፍላጎታቸውን ፡ ለለማግኘት ፡ በሚረ
ዳዱ ፡ ገንዘብ ፡ ቦብትን ፡ ለማግኘት ፡ ከአነር
ሱም ፡ በኋላ ፡ የሚተካ ፡ ልጅ ፡ በእንድነት ፡
ለመውለድ ፡ በግልጥ ፡ ሰምምነት ፡ የዛልና ፡
ሚሰት ፡ መስማማት ፡ ነው ።

፳፻ ፺፭ ዳግመኛ ፡ መናዝርን ፡ የምናስቀድም ፡ ሰለ ፡
ጋብቻ ፡ ነው ። ጠሰ ፡ ፱ ፡ የሚያጋባቸው ፡ የጋ
ብቻ ፡ ሥርዓት ፡ ያለውለቱ ፡ መፈቃቀድ ፡ ያላ
ሳዳጊዎቻቸውም ፡ ፈቃድ ፡ እይዙን ። የሚጋ
ቡትም ፡ የሴትና ፡ የወንድ ፡ አካል ፡ መጠን ፡
ያደረሱ ፡ ይሁኑ ። ወንዱ ፡ ኻይ ፡ ዓመት ፡ የሆ
ነው ፡ ሴቷም ፡ ፲፪ ፡ ዓመት ፡ የሆናት ፡ ይሁኑ ።
ከዚህ ፡ በሌላ ፡ አኳኋን ፡ ያገባች ፡ ሴት ፡ የባሏን ፡
መገናኘት ፡ ካልተቀበለች ፡ የሕግ ፡ ሚስት ፡ አት
ሆንም ። ሕጋዊ ፡ ጋብቻ ፡ ለወድና ፡ ለሴት ፡
የሚገባ ፡ ይሆን ፡ ዘንድ ፡ ለሚያጋባቸው ፡
ልጆች ፡ ይህ ፡ የዘመን ፡ ልክ ፡ ተገባቸው ።
ብዙዎች ፡ ሳይሰበሰቡ ፡ በሰውር ፡ ምንም ፡ ተክ
ሊል ፡ አይደርጉላቸው ። በብዙዎች ፡ ፊት ፡ ያድ
ርቱ ፡ እንጂ ።

፳፻ ፺፱ መጅ ፡ ፩ ፡ የጋብቻ ፡ እንድነት ፡ ግን ፡ በካህ
ናት ፡ መኖር ፡ በላያቸው ፡ በሚጸልዩት ፡ ጸሎት ፡
ካልሆነ ፡ በቀር ፡ አይሆንም ፡ አይፈጸምም ።
ሁለቱ ፡ አንድ ፡ በሚሆኑበት ፡ በተክሊልም ፡
ጊዜ ፡ ቅዱስ ፡ ቀርባንን ፡ ያቀብሏቸው ። ምስ
ጋና ፡ ይግባውና ፡ ጌታችን ፡ እንደተናገረ ፡ ፩ ፡
አካል ፡ ይሆናሉ ። (ማቴ ፡ ፲፱ ፡ ፭) ። ያለዚህ ፡
ግን ፡ ጋብቻ ፡ ተብሎ ፡ አይቆጠርላቸውም ።
ወንዶችን ፡ ከሴቶች ፡ ሴቶችንም ፡ ከወንዶች ፡
፩ ፡ የምታደርግ ፡ ጸሎት ፡ ናትና ።

፴፻ ፫ኛ ፡ ክፍል ፡ ስለጋብቻና ፡ ስለሚከተለው ፡
ግብራት ፡ ይናገራል ። ይኸውም ፡ ፲፩ ፡ ክፍል ፡
ነው ። መጀመሪያው ፡ ክፍል ፡ ከ፩ ፡ ይከፈላል ።
መጀመሪያው ፡ ክፍል ፡ መጀመሪያውን ፡
ጋብቻ ፡ ይናገራል ። እነሆ ፡ ስለእርሱም ፡ በመ
ጀመሪያው ፡ ክፍል ፡ እስቀድሞ ፡ ተንግሯል ።
ሁለተኛውም ፡ ሁለተኛውን ፡ ጋብቻ ፡ ይናገ
ራል ።

፴፻፩ መጅ ፡ ፯ ፡ ለወንዶች ፡ ግን ፡ ተክሊል ፡ የማይደ
ርስበት ፡ ሁለተኛ ፡ ጋብቻ ፡ ይገባቸዋል ። ለእነ
ርሱም ፡ ሕግናት ፡ ልጆች ፡ ቢኖሯቸው ፡ ከእናታ
ቸው ፡ የተከፈሉትን ፡ ርስታቸውን ፡ ይጠብቁ ፡

አንቀጽ : ፳፱ ።

ሰለ : ፵ብቻ ።

ቶሙ : ዙተካረሉ : እምርስተ : ወላዲቶሙ :
እስመ : አይደሉ : ሎሙ : ኅደግተ : ዙሉ
ደሙ ።

፱፻፪ ጠስ : ጅቱ : ወለእመ : ኮኑ : እደው : ካዘናተ :
ደደቱ : እመዓሰገዘም : ወእምድኅሬሁስ :
ለእመ : ደገመ : ደከሙኑ : ርኩሳን ።

፱፻፫ ዘኒቅዶ : ኘወዘቱ : ወእለሰ : ያወስዙ : ዳግመ :
እምድኅረ : ብፅዓት : ውእቱኬ : ዐሊዎተ :
ሕግ : አኮ : በእንተ : ተደምሮ : አላ : እስመ :
ውእቱ : ሐስወ : ላፅለ : ፈጣሪሁ ።

፱፻፬ በስ : ሸወዘቱ : ዕቢርስ : እምድኅረ : ኮና : ጅ :
ዓመት : ወተመደጠት : ዳግመ : ለተወስዐ :
ትሰደድ : እስመ : ደእቱ : ኮነት : ዘማዋተ ።

፱፻፭ ዘቆሮንቶስ : ጅቱ : ወብእሲትኒ : እምጣን : ሀሎ
ሕይወ : ምታ : እሥርት : ደእቱ : በሕግ ።
ወእመስ : ሞተ : ምታ : ትግዕዘ : ወደደሉ :
ትትወስብ : ለዘፈቀደት : እምእመናን : እግዚ
አብሔር ። ወብፅዕት : ደእቱ : ለእመ : ጸንቦት፡
በምክርዮ : ወእመስ : ስእነት : ተዓግሦ : ትት
ወስብ ።

፱፻፮ በስ : ወለእመ : ኮኑ : ዘይትዋስቡ : መዓስባን :
እይደግበሩ : ሎሙ : በረከተ : ተክሊል ። እስመ :
ዘንቱ : በረከት : ደደሉ : ለብእሲ : ድንግል :
ወለብእሲት : ድንግልት : በጊዜ : ተዋስዐ ።
ወለእመ : ደገመስ : ደደልዎሙ : ጸሎተ :
ካህን : ዘአስተሥርዮ : ወለእመ : ኮኑ : ፩ዱ :
እምተዋሳብደን : ድንግል : ለይትባረክ : ባሕ
ቲቱ : ወዛቲ : ሕግ : ለእደው : ወለእንስት :
ኅበረ ።

፱፻፯ መጅ : ጂቱ : ወዘተወስቡት : እምኔዎን : ወኮኑ :
ላቲ : ውሉድ : ደደሉ : ላቲ : ዘመ : ታስተባው
ሔሙ : ለውሉዳ : እምትድመ : ትትወስብ :
ወትናልጥ : ንዋዩ : እምዘ : ባቲ : ወተዘቦሙ :
ለውሉዳ ።

፱፻፰ ጠስ : ፀቱ : ወለእመ : ኮኑ : መዋፅሊሃ : መጠን :
ጳወጅቱ : ዓመት : ላቲ : ሥልጣን : በርእሳ :
በዘመ : ፈቀደት : ትትወስብ : ዳግመ : በም
ክረ : አቡሃ ። ወለእመስ : ሞተ : አቡሃ : ደኩን፡
በምክረ : አዝማዲሃ ። ወእመስ : ተጋኢዙ : አዝ
ማዲሃ : ደኅይሶሙ : ፈድፋድ : ኅበ : ሊቀ :
ደብጽሔ : ፈጋርዶን : ዘመ : ደሥርዎሙ :
በዘደደሉ ። ወለእመኒ : ኮኑ : ፈጋሪ : ዘዮኅርደዎ
ስብእ : ዚእሃ : ወዙኅረዮቶ : ለሊሃ : ወለት : ዕሩ

ዘንድ : ደገባቸዋል ። ልጆቻቸውን : መተው :
አይገባቸውምና ።

፱፻፱ ጠስ : ጅ ። ሁለተኛ : የሚጋቡት : ወንዶች :
ካህናት : ቢዎኑ : ከሾመታቸው : ደሻሩ ። ከዚ
ያም : በኋላ : ቢደግሙ : የረከሱ : ይደናሉ ።

፱፻፲ ኒቅዶ : ኘዘ ። ከብፅዓት : በኋላ : ዳግመኛ : የሚ
ያገቡ : ግን : ይህ : ሕግ : ማኖሪስ : ነው ። ስለ
መገናኘት : እይደለም ። በፈጣሪው : ላይ :
ሐስት : ስለተናገረ : ነው : እንጂ ።

፱፻፳ በስ : ሸዘ ። እርጊት : ግን : ጅ : ዓመት : ከዎ
ናት : በኋላ : ተመልሳ : ሁለተኛ : ብታገባ ፣
ትለይ ። እርሷ : እመንዘራ : ሁናለችና ።

፱፻፳፩ ቆሮ : ጅ ። ሴት : ባሊ : በሕይወት : ሳለ : በሕግ
የታወረች : ናት ። ባሊ : ቢሞት : ግን : ነፃ :
ናት ። እግዚአብሔርን : ከሚያምኑ : ወገን : የወ
ደደችውን ። ልታገባ : ደገባታል ። በምክራ ፣
ብትፀና : በፅዕት : ናት ። መታገም ፣ ቢላናት :
ግን : ታግባ ። (፩ኛ : ቆሮ : ፯ : ሸዘ) ።

፱፻፳፮ የሚጋቡት : ፈቶች : ቢዎኑ : ተክሊል : እያደር
ጉላቸው ። ይህ : በረከት : (ተክሊል) : በጋብቻ፡
ጊዜ : ለድንግል : ወንድና : ለድንግል : ሴት ።
ደገባልና ። ቢደግሙ : ግን : ማስተሥርዮ : የሚ
ዘን : የካህን : ጸሎት : ደገባቸዋል ። ከሚጋቡት
አንዱ : ድንግል : ቢዎን : ብቻውን : ደባረክ።
ይህች : ሕግ : ለወንዶችም : ለሴቶችም : ባንድ
ነት : ትገባለች ።

፱፻፳፯ መጅ : ፯ ። ከእነዚህ : ወገን : ደገባችው ፣ ልጆች
ቢኖሯት : ከማግባቱ : እስቀድማ : ካላት : ገን
ዘብ : ለይታ : ለልጆቿ : ሰጥታ : ልጆቹን :
ልታስናብት : ደገባታል ።

፱፻፳፰ ጠስ : ፀ ። ዕድሜዋ : ጳጅ : ዓመት : ያህል :
ቢዎን : እንደ : ወደደች ፣ ልታገባ ፣ በራሷ ፣
ሥልጣን : እላት ። ዳግመኛም : በእባቷ : ምክር :
አባቷ : ቢሞት : ግን : በዘመዶቿ : ምክር :
ይሁን ። ዘመዶቿ : ቢጣሉ ፣ ግን : በሚገባ : ደወ
ስንላቸው : ዘንድ : እጭታዎች : ደልቁንም ።
ወደ : ዳኛ : ዚሄዱ : ደሻላቸዋል ። ቤተ : ሰባቱ፡
የመረጡት : ዕራማና : እርሷ : ልጅቱ : የመረ
ጠችው : ዕራማና : በወገንም : በሞያም : ትክክ

አንቀጽ፡ ፳፱ =

ሰለ፡ ፶፬ቻ =

ያን፡ ውስተ፡ ዘመድ፡ ወግብር፡ ይኩን፡ ምክረ፡ ብአሲት፡ ዘይትገበር፡ ላሶሌሁ =

፱፻፱ ወግልሰኒ፡ ዘእንተ፡ አውሰቦ፡ ግልሰ፡ ድሰቅ፡ ሺወዛቱ፡ አውሰቦሰ፡ ግልሳዊ፡ ውክተ፡ ትእምርተ፡ ስሕተት፡ ወለአመ፡ ከዘለ፡ የአጎዘ፡ ርአዕ = ዘሺወጃዱ፡ ወይአቲ፡ ንዋይ፡ ርስሕት፡ ውስተ፡ ቤተ፡ ክርስቲያን =

፱፻፲ ወራብዕ፡ ድሰቅ፡ ሺወዛቱ፡ ወለአመ፡ በዝነ፡ አምግልሰ፡ ወውክተ፡ ትእምርተ፡ ዝሙት፡ ከሙት = ጠሰ፡ ፱ቱ፡ ወለአመ፡ ተጎበለ፡ ከመ፡ ይግበር፡ ላዕለ፡ አውሰቦ፡ ራብዕ፡ ዘኢኮነ፡ አውሰቦ፡ ውክተ፡ አይትገብረ፡ ውስተ፡ ሕገ፡ ተዋሰቦ፡ ዝነተሰ = ወኢይይሉ፡ ይኩኑ፡ አለ፡ ተወልዱ፡ አምኒሁ፡ ድልዋን፡ ወዕጢቃን፡ ወይትወይዩ፡ ውስተ፡ ዙንኒ፡ ይንሳውያን፡ በርኩሰ፡ ዝሙት፡ ወይፍልጥዎሙ፡ ለለ፡ ስድ፡ አምካልኡ =

፱፻፲፩ ወግምሰሂ፡ ዘኒቅያ፡ ጳጳጳቲ፡ ወኢያሰተገብአ፡ ንቤሁ፡ ብአሲ፡ ጀተ፡ አንሰተ፡ በምክንያተ፡ ተድላ = ወበዊአሰ፡ ውስተ፡ ብዝነ፡ አውሰቦ፡ በእንተ፡ ፍትወት፡ ውክተ፡ ወክኮ፡ ለዘርአ፡ ዘእዘዘ፡ እግዚአብሔር፡ ቦቱ = ወለአመሰ፡ ገብረ፡ ዘንተ፡ ይትከላእ፡ አምነሂአ፡ ቍርባን፡ ወአምበዊአ፡ ቤተ፡ ክርስቲያን፡ ወኢይባአ፡ ውስተ፡ ጉባኤ፡ እስከ፡ ይረልጣ፡ ለዳግሚት፡ ወይንብር፡ ምሰለ፡ ተዳማዊት = ዘጅ፡ ወለአመ፡ አሰተገብአን፡ ለክልኤሆን፡ አው፡ ፈለሁን፡ ለለአሐቲ፡ አምኒሆን፡ በበአብያተሆን፡ አው፡ አንበረ፡ ብአሲተ፡ ወዕቅብተ፡ ወለአመ፡ ኮነ፡ ካዘነ፡ ይዑዐር፡ አምከዘነቲ፡ ወአመኒ፡ ሕዝባዊ፡ ይክልአዎ፡ አምትድምርተ፡ ሕዝብ = ዘሮሚ፡ ህቲ፡ ወብአሲትኒ፡ ለአመ፡ ቀርበት፡ እንዘ፡ ሕያው፡ ምታ፡ ብአሲ፡ ካልአ፡ ኮነት፡ ዘማዊተ፡ ወተዳዳዊተ፡ ሕግ =

፱፻፲፪ ገጽ፡ ካልእ፡ ዘኒቅያ፡ ሃጻጸቲ፡ ድሰቅ፡ ግጽ፡ ወብአሲ፡ ምአመን፡ ለአመ፡ አውሰበ፡ ኢአማኒተ፡ ይኡዝዝ፡ በዊኦታ፡ ውስተ፡ ሃይማኖት = ወአንሰትሰ፡ ምአመናት፡ ኢይትወሰባ፡ ለአይው፡ አለ፡ ወጭኦን፡ አምሃይማኖት፡ ከመ፡ ኢይሚጥምን፡ ንበ፡ ሃይማኖቶሙ፡ ወኢያውሰእምን፡ አምሃይማኖት =

፱፻፲፫ ዘኒቅያ፡ ጅወዜቲ፡ ወብአሲት፡ ማእምንት፡ ለአመ፡ ተወሰበት፡ ለብአሲ፡ ኢአማኒ፡ ትሰ

ል፡ ቢሆኑ፡ በአርሱ፡ ላይ፡ የሚደረግ፡ የሴቲቲ፡ ፈቃድ፡ ይሁን =

፱፻፱ ጅኛው፡ ሰለጅኛ፡ ግቢ፡ ይናገራል = ድሰቅ፡ ሺወ = ጅኛ፡ ገብቻ፡ ግን፡ የሰሕተት፡ ምልክት፡ ነው = ከቻለ፡ ራሱን፡ ይያዝ = ሺ፩ = ይዘችም፡ በቤተ፡ ክርስቲያን፡ ውስጥ፡ የጉሰቄለች፡ (የረከለች)፡ ዕቃ፡ ናት =

፱፻፲ ፱ኛው፡ ድሰቅ፡ ሺወ = ከሦስት፡ በቤተ፡ የተገለጸ፡ የዝሙት፡ ምልክት፡ ነው = ጠሰ፡ ፱ = ገብቻ፡ ያይይለ፡ ፱ኛ፡ ገብቻን፡ ሊያደርግ፡ በይፋ፡ ይሰሰ፡ ከገብቻ፡ ሕግ፡ ውስጥ፡ አይቆጠርም = ከአንርሱ፡ የተወለዱት፡ የታወቁ፡ የተገቡ፡ ሊሆኑ፡ አይገባም = በርኩሰ፡ ዝሙት፡ ወድንጢአተኞች፡ ቅጣት፡ ይጨመሩ = አያንዳንዳቸውን፡ ከሁለተኛው፡ ይለዩዋቸው =

፱፻፲፩ ጅኛው፡ ኒቅያ፡ ጳጳጳ = ሰው፡ በምቶት፡ ምክንያት፡ ሁለት፡ ሴቶችን፡ አይሰብሰብ፡ (አያግባ)፡ ወይገብቻ፡ ብዛት፡ መግባት፡ ግን፡ ሰለ፡ ፈቲው፡ ነው = እግዚአብሔር፡ በአርሱ፡ ላዘዘው፡ ዘርሰ፡ አይይለም = ይዘን፡ በያደርግ፡ ግን፡ ወይ፡ ቤተ፡ ክርስቲያን፡ ከመግባት፡ ቀርባንንም፡ ከመቀበል፡ ይከልከል = ሁለተኛ ይቱን፡ ፈትቶ፡ ከመጀመሪያዋ፡ ገራ፡ እስከኖር፡ ድረስ፡ ከአንድነት፡ ውስጥ፡ አይግባ = ጅ፡ ሁለቱን፡ አንድላይ፡ በያኖራቸው፡ ወይም፡ አያንዳንዳቸው፡ በአየቤታቸው፡ በሊያቸው፡ ወይም፡ ዕቁባት፡ ሴት፡ በያኖር፡ ካዘን፡ በሆን፡ ከከዘነቲ፡ ይሻር፡ ሕዝባዊ፡ በሆን፡ ከምአመናን፡ አንድነት፡ ይከልከሉት = ሮሚ፡ ስ = ሴት፡ ባሏ፡ በሕይወት፡ ሳለ፡ ሌላ፡ ሰው፡ ብታገባ፡ ሴሰኛ፡ ሕግ፡ አፍራሽም፡ ሆነች = (ሮሚ፡ ፯፡ ፫) =

፱፻፲፪ ሁለተኛ፡ ክፍል = ኒቅያ፡ ሃጻጸ፡ ድሰቅ፡ ግጽ = አማኒ፡ ወንድ፡ ያላመነችውን፡ በያገባ፡ ወይ፡ ሃይማኖት፡ መግባቷን፡ ያዘዛል = አማኞች፡ ሴቶች፡ ግን፡ ከሃይማኖት፡ ለወጡት፡ ወንዶች፡ ሚስቶች፡ አይሁኑ = ከሃይማኖት፡ አሰወጥተው፡ ወይሃይማኖታቸው፡ አንዳይመልሱቸው =

፱፻፲፫ ኒቅያ፡ ጅጅ = ያመነች፡ ሴት፡ ያላመነ፡ ወንድ፡ ብታገባ፡ ከምአመናን፡ ትለይ = ከሐዲ፡ ከከዘ

አንቀጽ : ፳፬ =

ሰለ : ጋብቻ =

ደድ : እምጉባኤ = ወለላመ : ነስሐት : ወተክል
አት : እምኔሁ : ይትወከፍዋ : በከመ : ይትመ
የጥ : ከሐዲ : እምከሐዲቱ = ወእምድጎረ : ነጽ
ሐት : ይደልዋ : ተደምሮ : ምሰለ : ምእመናን :
ወየሀብዋ : ቀኅርባን =

፱፻፲፬ ዘጅወቹቱ : ወብእሲ : ምእመን : ለእመ : አስተ
ዋሰዘ : ወለቶ : አው : እጎቶ : ለዘእያእምን :
ዘእንበለ : ረቃዶን : ወእያእምሮቶን : ከመ :
ኢእማኒ : ውሎቱ : ይሰደድ : እምጉባኤ : ወይ
ትከላእ : እምተደምሮ : ምእመናን : ወለደእ
ቲሰ : እያሰደድዋ = ወእመስ : ነስሐ : ወፈ
ለጣ : እምኔሁ : የሀብዋ : ንስሐ : በእምጣን :
ከሂሎቱ ዘይከል : በዊሮቶ : ወእምዘ : ይሥ
ረዩ : ሎቱ =

፱፻፲፭ ዘቆሮንቶሰ : ጁቱ : ወለእመዘ : እጉ : ዘዘቱ :
ብእሲት : ዘእተአምን : ወፈቀደት : ትንበር :
ምሰሌሁ : እያጎድጎ : ወብእሲትኒ : ማእም
ንት : እመ : ባቲ : ምት : ዘእያእምን : ወይፈ
ቅድ : ውሎቱ : ከመ : ይንበር : ምሰሌሃ : ኢትት
ፈለጠ : ለምታ : እስመ : ብእሲ : ዘእያእምን :
ይትቱደሰ : በብእሲት : ማእምንት = ወከማሁ :
ብእሲትኒ : ዘእተአምን : ትትቱደሰ : በብእሲ :
ምእመን : ወለእመ : ረቃዶ : ዘእያእምን : ተፈ
ለወ : ይትፈለጡ =

፱፻፲፮ ገጽ : ጎልሰ : በእንተ : ኑን : መዋዕል : ዘእያ
ደልዎ : ለጅዱሂ : እምእለ : አውሰዙ : ከመ :
ያውሰዙ : ባቲ : እምድጎረ : ሞተ : ጅዱ : እም
አሉ : ወውሎቱ : ፎቱ : ቃላት : ጅዱ : እምኔ
ሆሙ = መጅ : ጁቱ : ጠስ : ጁ : ወእያደልዎ :
ከመ : ያውሰብ : ዘእንበለ : ያጎልፍ : ጅዱ :
ዓመት : እሞተ : ብእሲቱ : ወእመስ : አውሰዙ :
እምቅድመ : ፍጻሜ : ዓመት : ይትከላእ : እም
ኮሉ : ንዋይ : ዘይደልዎ : ዘንደገቶ : ብእሲቱ =
መክ : ጅወጁቱ : ጅወጁቱ : ወእመኒ : ብእሲት :
አውሰዙት : ብእሲ : እምቅድመ : ይትፈጸም :
፲ቱ : አውራጎ : እምእመ : ሞተ : ምታ : ኢት
ረስ : እምንዋዩ : ምንተኒ : ወእምዘ : እዘዘ :
ላቲ : እያሀብዋ = ወለእመ : ጉለቲ : ላቲ : ኢት
ሰድ : ወእያከብርዋ : ከመ : አንስት : አግዓ
ዝያት =

፱፻፲፯ ገጽ : ራብዕ : ጠስ : ጅቱ : ወብእሲት : ሶበ :
ጸንዐ : አውሰዐታ : ወኮን : ምታ : ጸንሰ : በእንተ :
ዘወሀበ : ቀዲሙ : እምእምን : ወሐዪ : ወአጎ

ደቱ : እንደ : እሚመለሰ : ብትመለሰና : ከእርሱ
ብትለይ : ይቀበሏት = ከነጻቸ : በኋላ : ከምእመ
ናን : ልትገናኝ : ይገባታል = ቀኅርባንም :
ያቀብሏት =

፱፻፲፱ ጅቹ = እማኒ : ሰው : ልጁን : ወይም : እጎብን :
እማኝ : እንዳይደለ : ሳያውቁ : ያለፈቀዳቸው :
ላለመን : ሰው : በያገባ : ከጉባኤ : ያለይ =
ከምእመናን : ጋራ : ከመገናኘትም : ይከልከል =
እርሱን : ግን : አይለይዋት = ተጸጽቶ : ከእርሱ :
በለያት : ግን : እንደችሎቱ : መጠን : ሊሸከ
መው : የሚችለውን : ንስሐ : ይሰጡት = ከዚህ
በኋላ : ይቅር : ይበሉት =

፱፻፲፳ ቆሮ : ጁ = ያላመነች : ሚስት : ያለችው : ወን
ድም : በኖር : ከእርሱ : ጋር : ልትኖር : ብት
ወድ : እያፍታት = ያመነች : ሴትም : ያላመነ :
ባል : በኖራት : እርሱም : ከእርሱዋ : ጋራ :
ሊኖር : ቢወድ : ባሏን : እትፍታው : ያላመነ :
ወንድ : ባመነች : ሴት : ይከብራልና = እንደ
ዚኸውም : ያላመነች : ሴት : ባመነ : ወንድ :
ትከበራለች = ያላመነው : መለየትን : ቢወድ :
ግን : ያለያዩ = (ጅኛ : ቆሮ : ጁ : ፲፪ - ፲፭) =

፱፻፲፮ ይኛው : ከፍል : ከእነርሱ : እንዴ : ከሞተ :
በኋላ : ከተጋቡት : ወገን : ለእንዳሰ : እንኳ :
ሊያገቡበት : ስለ ማይገባ : ስለጊዜው : ርዝ
መት : ያናገራል = ይኸውም : ሄ : ነዝር : ነው =
ከእነርሱ : ጅ : መጅ : ጁ : ጠስ : ጁ = ሚስቱ :
ከሞተችበት : ጊዜ : ያምሮ : እንድ : ዓመት :
ካለፈ : በቀር : ሊያገባ : እያገባውም =
ዓመቱ : ሳይፈጸም : በያገባ : ግን : ሚስቱ : ከተ
ወችለት : ሊወርሰው : ከሚገባው : ገንዘብ :
ሁሉ : ይከልከል = መከ : ጅጅ : ጅጅ = ሴትም :
ባሏ : ከሞተበት : ጅምሮ : አሥር : ወር : ሳይፈ
ጸም : ባል : ብታገባ : ከገንዘቡ : ምንም : አት
ውረስ = ከእዘዘላትም : እያሰጧት = በጉልት
ላትም : እትውሰድ = እንደ : እመዜቶችም :
ሴቶች : እያከብሯት =

፱፻፲፯ ፆኛው : ከፍል : ጠስ : ጅ : የሴት : ጋብቻዋ :
በጸና : ከማላ : ከእጅ : መንሻ : ወገን : አስተ
ድም : ስለሰጠ : ባሏ : ትግረኛ : በሆነ : ከእርሱ

ዘት : ዘኮን : ላቲ : እምሎላቲ : አያብሕዋ :
አላ : ይደሉ : ከመ : ትሴሰዮሙ : ለብእሲሃ :
ወለደቂቃ : እምንዋየ : ሕዳሃ ።

፱፻፲፭ ገጽ : ኅምሰ : ጠስ : ህቲ : ወለእመ : እስተእኅዘ :
ብእሲ : ንዋየ : ብእሲቲ : ዘእንበለ : ምክራ :
አይደሉ : እኒዝ : ወለእመኒ : ሠምረት : ብእ
ሲት : ምታ : እንዘ : ይገብር : አኅዘ : ንዋየ :
ወአገመመት : ወአኅዘት : ድኅረ : ፈቀዳ :
ከመ : ትትራዳእ : በካልእ : ኅቡረ : እልባቲ :
ረድኤት ። እሰመ : ሕግ : ይረድእ : ብእሲተ :
ሠናይተ : ወእኮ : እኪተ ።

፱፻፲፮ ገጽ : ሳድሰ : በእንተ : ከሊእ : ኅድገተ : ብእ
ሲት : ዘእንበለ : ዘተንግረ : ባቲ : በዘዮሠዘር :
አውሰበ ። ሠውላቲ : በከመ : ሰምዘ : ኮን : ቦቲ :
ወንጌለ : ማቲምሰ : በተሃሎቲ ። ሰመጽኤ :
ኅበ : እግዚእ : እያሱሰ : ፈረሳውያን : ከመ :
ያመክርም : እንዘ : ይብሉ : ይደልምኑ : ለብ
እሲ : ከመ : ይድገር : ብእሲቶ : በእንተ : ነሱ :
ምክንያት : እውሥእ : ወደቤሎሙ : አያን
ዘተክሙኑ : ከመ : ፈጠሮሙ : ተዳሙ : ተባለተ :
ወእንስተ ። ወደቤ : በእንተ : ዝንቲ : የጎድግ :
ብእሲ : እባሁ : ወእሞ : ወደተልዋ : ለብእ
ሲቲ : ወደከውኑ : ክልኤሆሙ : ፩ደ : ሥጋ :
ወዘእግዚአብሔር : አስተሃመረ : አያክል :
ደፍልጥ : ሰብእ ። ወደብልም : ለምንትኬ :
አዘዘ : ሙሴ : ከመ : የባብዋ : መጽሐፈ : ኅዳ
ጋቲሃ : ወደድጋርዋ ። ወደቤሎሙ : ሙሴሰ :
በእንተ : እከየ : ልብክሙ : ጸሐፊ : ለክሙ :
ከመ : ትድኅሩ : እንሰቲያክሙ : ወበፍጥረትሰ :
እኮ : ከመዝ ። እንሰ : አብለክሙ : ከመ :
ነሱ : ዘይድገር : ብእሲቶ : ዘእንበለ : ትዘሙ :
ረሰያ : ዘማ ። ወእንተሃ : ደኅራ : ምታ : ዘእው
ሰበ : ዘመወ ። ወጳውሎስኒ : ሐዋርያ : ይቤ :
ዘቆሮንቶስ : ኒቲ : ሰይንበር : ብእሲ :
ምሰለ : ብእሲቲ : ወብእሲትኒ : ትንበር :
ምሰለ : ምታ ። ወደቤ : ካሰበ : ወለእላሃ : አው
ሰቡ : አኮ : አን : ዘእኤዝዘሙ : ዳእሙ : ትእ
ዛዘ : እግዚአብሔር : እትትራሊዮ : ብእሲት :
ወእመሰ : ፈቀደት : ተፈልወ : ተዘሱ : እንበለ :
ምት : ወለእመ : እኮ : ትትበረቅ : ምሰለ :
ምታ : ወሰብእሲኒ : አይደልም : ከመ : ይኅ
ድግ : ብእሲቶ ። ዘጿ : ወሰእመሰ : ኮንከ : አ :
ብእሲ : እሙረ : ምሰለ : ብእሲትከ : እትፍ

የወሰደችውን : ብትይዝ : እይፍቀዱላት ። ከማ
ሚዋ : ገንዘብ : ልጆቿንና : ባሏን : ልትመግባ
ቸው : ይገባል : እንጂ ።

፱፻፲፮ ጽኑው : ከፍል : ጠስ : ህ ። ባል : የሚሰቱን :
ገንዘብ : ሳያማክራት : መያዣ : እድርጎ : በያ
ሲዝ : መያዣ : እይገባም ። ሴት : ባሏ : ገንዘ
ቧን : መያዣ : ሲያደርግ : ወድዳ : ዝም : ብት
ል : ኋላ : ከሌላ : ጋራ : በእንድነት : ልትረዳ
በት : ወዳ : ብትይዝ : ረዳት : የላትም ። ሕግ :
ክፋዬቱን : ያይደለ : ደገቱን : ሴት : ይረዳ
ልና ።

፱፻፲፱ ጽኑው : ከፍል ። ጋብቻ ። በሚሻርበት : ገንዘብ :
ክተነገረበት : በቀር : ሚሰት : መፍታትን :
ስለመክልክል : ይናገራል ። ይኸውም : የማቲ
ምስ : ወንጌል : እንዲህ : ብሎ ። ምስክር : እንደ
ሆነበት : ነው ። ፈረሳውያን : ሰለምክንያቲ :
ሁሉ : ሚሰቱን : ይፈታ : ዘንድ : ለሰው : ይገ
ባዋልን : እያሉ : ይፈትኑት : ዘንድ : ወደ : ገታ
እያሱሰ : መጡ ። ተደሞ : ወንዶችና : ሴቶች :
አድርጎ : እንደፈጠራቸው : እላንበባችሁምን ?
ብሎ ። መለሰላቸው ። ስለዚህ : ወንድ : እባ
ቱንና : እናቱን : ትቶ ። ሚሰቱን : ይከተላታል ።
ሁሉም : እንድ : እካል : ይሆናሉ ። እግዚአብ
ሔር : እንድ : ያደረጋቸውንም ። ሰው : ሲለይ :
እይችልም ። ሙሴ : የምትፈታበትን : ይብ
ዳቤ : ሰየተው : ይፈታት : ዘንድ : ለምን :
እዘዘ ? እሉት ። ሙሴሰ : ሰለልዮናችሁ :
ክፋት : ሚሰቶቻችሁን : ትፈቱ : ዘንድ : ጸራላ
ችሁ ። በተፈተሮ : ግን : እንደዚህ : እይደለም :
እላቸው ። እኔ : ግን : ላትሰሰን : ሚሰቱን :
የሚፈታ : ሁሉ : እርሱ ። ዘማ : እይረገት ።
ባሏ : የፈታትንም : ይገባ : አመነዘረ ። እላች
ኋለሁ ። (ማቲ : ፲፱ : ፫ - ፲) ። ሐዋርያ : ጳው
ሎስም : እንዲህ : እለ ። ቆሮ : ፯ ። ባል : ከሚ
ሰቲ : ጋራ : ይኑር ። ሴትም : ከባሏ : ጋራ :
ትኑር ። ዳግመኛም : እንዲህ : እለ ። ይገቡትን :
ሰዎች : እኔ : የማዘባቸው : እይደለሁም ። የእግ
ዚአብሔር : ትእዛዝ : ነው : እንጂ ። ሴት :
አትፋታ ። ልትፋታ : ብትወድ : ግን : ያለ
ባል : ትኑር ። ያም : ባይሆን : ከባሏ : ጋራ :
ትታረቅ ። ለወንድም : ሚሰቱን : ሲፈታ : እይ
ገባውም ። ፳ ። ሰው : ሆይ : ከሚሰትዘ : ጋራ :
የታሠርክ : ብትሆን : ከእርሷ : መለየትን :

ቅድ፡ ተፈራጦታ።

፱፻፳፮ ገጽ፡ ሳብሰ፡ በአንተ፡ ከመ፡ እይዳላቸው፡ ፍፁም፡ እምኔላቸው፡ ለካልኦ፡ ዘቆሮንቶስ፡ ጌቱ፡ ወለ የዘብ፡ ብእሲ፡ ለብእሲቱ፡ ፍቅር፡ ዘይይሉ፡ ላቲ፡ ላሶሌቦ፡ ወክማቦ፡ ብእሲትኒ፡ ካዕበ፡ ትግበር፡ ለምታ። ወእኮነት፡ ብእሲት፡ ብውሕቱ፡ ላሶለ፡ ሥጋ፡ አላ፡ ምታ፡ ብወሕ፡ ላሶሌሃ። ወክማቦ፡ ብእሲኒ፡ አኮነ፡ ብወሕ፡ ላሶለ፡ ሥጋቦ፡ አላ፡ ለብእሲት፡ ሥልጣን፡ ላሶሌቦ። ወእይዳላኦ፡ ፍፁሚ፡ እምኔክመ፡ ለበይ፡ ፍቅር፡ ዘይይሉ፡ ሎቱ፡ ዳእመ፡ ሶበ፡ ተሰነአውክመ፡ ለጸም፡ ወለጸሎት፡ ወእምዝ፡ ግብኦ፡ ሶበ፡ ፈጸምክመ፡ ዘንተ፡ ኅበ፡ ፈቃድ ክመ፡ ክመ፡ እይዳላኦክመ፡ ሰይጣን፡ በእንተ፡ ኅጢአ፡ ሥምረትክመ፡ እብለክመ፡ ዘንተ፡ ክመ፡ ዘይትበሃል፡ ለድኩማን፡ አኮ፡ በትኣዛዝ፡ ምቱር።

፱፻፳፯ ገጽ፡ ሳምን፡ በአንተ፡ ዕለታት፡ ዘእይዳላቸው፡ ይትረክቡ። ሰሙ፡ ብእሲ፡ ወብእሲት፡ ወተንግረ፡ በቀኖናት፡ እለ፡ ይሰመድ፡ ዘነገሥት፡ ወከልኦ፡ እምን፡ ተረክቡተ፡ ወላድደኒቦ፡ ለዘነሥእም፡ በጥምቀተ፡ ክርስትና፡ እመኒ፡ በመዓልት፡ ወእመኒ፡ በሌሊት፡ በአንተ፡ ክብር፡ መንፈስ፡ ቅዱስ።

፱፻፳፰ ሰለ፡ ፲፱፡ አታርሰሎን፡ ለመዋሰላት፡ ቅዱሳት፡ እንተ፡ ጸም፡ ወበመዋሰላት፡ ትክቶሃ፡ ወሕርሳ፡ አትቅረባ፡ ክመ፡ አይኮን፡ ተዋስቦትክ፡ ዘእንበለ፡ ሕግ። ቀዘከር፡ ዘአዘዘክ፡ አግዚአብሔር፡ በአፈ፡ ሙሴ፡ አንዘ፡ ይብል፡ ንግሮመ፡ ለደቂቀ፡ እሰራኤል፡ ወበሎሙ፡ ለእመ፡ ቀርቦ፡ ፈዱ፡ ኅበ፡ ብእሲት፡ ትክት፡ ይሠረወ፡ ወይሙቱ፡ ዘእንበለ፡ ወልድ፡ እሰመ፡ እሙንቱ፡ እይዳላኦ፡ አመ፡ ወይዩ፡ ዘርእ፡ ንጹሕ፡ ውስተ ይመ፡ ትክቶሃ። ወበአንተ፡ ዝንቱ፡ ግብር፡ እዘዙ፡ ይሙት፡ ብእሲ፡ ዘእንበለ፡ ወልድ”።

፱፻፳፱ ዘ፱፡ ወእሊ፡ ሎቱ፡ ለዘይገብራ፡ ለዛቲ፡ ኃጢአት፡ በሰሙን፡ ሕማማት፡ ቅድስት።

፱፻፴፬ ዘ፱፡ ወ፱፡ ወሰብላብስ፡ ዘሚያ፡ አግዚአብሔር፡ ለደቂቀ፡ አንላ፡ እመሕያሙ፡ አኮ፡ በእንተ፡ ወሊይ፡ ውሉድ፡ ባሕቲቱ፡ አላ፡ በአንተ፡

አትሻ። (፳፻፡ ቆሮ፡ ፯፡ ፲፩ - ፳፮)።

፱፻፳፯ ሂኖው፡ ክፍል። ከእነርሱ፡ አንዱ፡ ሁለተኛውን፡ አንበ፡ ሊለው፡ ስለማይገባ፡ ይናገራል። ቆሮ፡ ፯፡ ዓለ፡ ለሚሰቱ፡ ከእነርሱ፡ ላይ፡ ለእርሷ፡ የሚገባውን፡ ፍቅር፡ ይሰጥ። ዳግመኛም፡ ሚሰት፡ እንደዚሁ፡ ለዓሊ፡ ታደገግ። ሱት፡ ዘገባ፡ ሥጋዋ፡ ላይ፡ ሥልጣን፡ የላትም፡ ዓሊ፡ ዘራሲ፡ ላይ፡ የሠለጠነ፡ ነው፡ እንጂ። ዓለም፡ እንደዚሁ፡ ዘገባ፡ ሥጋው፡ ላይ፡ ሥልጣን፡ የለውም። በእርሱ፡ ላይ፡ ሥልጣን፡ ለሚሰቱ፡ ነው፡ እንጂ። ከእናንተ፡ አንዱ፡ ለኛደኛው፡ ሊያደርግለት፡ የሚገባውን፡ ፍቅር፡ አይከልክል። ለጸም፡ ለጸሎት፡ በተሰማማችሁ፡ ገዚ፡ ነው፡ እንጂ። ከዚህ፡ በኋላ፡ ይዘን፡ በረጸማችሁ፡ ገዚ፡ ወደፈቃዳችሁ፡ ተመለሱ። የምትሹትን፡ ስላጣችሁ፡ ሰይጣን፡ ድል፡ እንዳይነግችሁ። ለደካሞች፡ እንደሚነገር፡ ይዘን፡ እላችኋለሁ። በቀኖናት፡ ትኣዛዝ፡ እይዳላም። (፳፻፡ ቆሮ፡ ፯፡ ፲፩ - ፯)።

፱፻፳፰ ስምንተኛው፡ ክፍል። ሱትና፡ ወንድ፡ ሊገናኙባቸው፡ ስለማይገቡ፡ ቀኖች፡ ይናገራል። ፍትሐ፡ ነገሥት፡ በሚባሉ፡ መጻሕፍት፡ ተነገረ። በጥምቀተ፡ ክርስትና፡ ያነሙትን፡ የልጅን፡ ወላጆች፡ ከመገናኘት፡ ከለዘሉ። ስለክብር፡ መንፈስ፡ ቅዱስ፡ በመዓልትም፡ በሌሊትም፡ ይሆን።

፱፻፳፱ ሰለ፡ ፲፱፡ የተቀደሱ፡ የጸም፡ ወራቶችን፡ አታሳድፋቸው፡ በአራሰነቷና፡ በደምዋ፡ ወራት፡ አትገናኛት። ጋብቻዘ፡ ያለ፡ ሕግ፡ አንዳይሆን፡ አግዚአብሔር፡ በሙሴ፡ እንደበት፡ እንዲህ፡ ብሎ፡ ያዘዘዘን፡ አሰብ። አንድ፡ ሰው፡ ግዳጅ፡ ወይ፡ አገኛት፡ ሱት፡ ይቀርብ፡ ያለ፡ ልጅ፡ ይጥፋ፡ ይሙቱም፡ ብለዘ፡ ለእሥራኤል ልጆች፡ ንገራቸው። እነርሱ፡ ንጹሕን፡ ዘር፡ ከግዳጅዋ፡ ደም፡ ውስጥ፡ በመጨመራቸው፡ አላከበሩምና፡ (ዘሊ፡ ፳፡ ፲፩)። ስለዚህ፡ ሥራም፡ ወንድ፡ ያለ፡ ልጅ፡ አንዲሞት፡ አዘዙ።

፱፻፴፬ ፱፡ በከበረች፡ በሰሙን፡ ሕማማት፡ ይችን፡ ኃጢአት፡ ለሚሠራት፡ ወየለት።

፱፻፴፱ ዘ፱፡ ወ፱፡ አግዚአብሔር፡ ለሰው፡ ልጆች፡ የሠራው፡ ጋብቻ፡ ግን፡ ልጆችን፡ ለመውለድ፡ ብቻ፡ አይዳለም። ስለማይጠበት፡ ፈቃድም፡

አንቀጽ : ፳፱ =

መፍቅድ : ዘኢዕቁብ = ጠሠርዐ : እግዚአብሔር ሄደ : ጊዜ : ዘይትዐቀቡ : ቦቱ : ወሄደ : ጊዜ : ዘይገብሩ : ቦቱ : ፈቃድ፡፡ ወባሕቱ : ኢዶ ኩን : በርኩሰ =

፱፻፳፭ ክፍል : ወተክልእሰ : አምነ : ፍካቤ : በመዋዕለ ትኩቶሃ : ወሕርሳ : ዝኒ : በእንተ : ዘይረክቦ : ለእባለ : ዘርእ : አሙስና : ወዘይዳደቆሙ : ለው ሉድ : እለ : ተፀንሱ : በከርሥ : እምነ : አንታ ክቲ : ግብር : ሕማመ : ዝልጋሴ =

፱፻፳፮ ሥርዋጽ : ጳወሐዱ : ዐሎ : በቀኖናት : ዘነገ ሥት : ዝልጋሴኒ : ወለምጽኒ = ወተክልእሰ : በመዋዕለ : እጽዋም : ዝኒ : ከመ : ደትፈጸም : ከዋነ : ፈቃድ : ዘበእንተ : ጸም : ወውእቲኒ : ከሊእ : ነፍሰ : እንሰሳዊት : አምነ : ፍትወት : እንሰሳዊት : በእንተ : ክብረ : ነፍሰ : ነባቢት : ዘትትወሐድ : ባቲ : በከመ : ግእዘ : ጠባይጻሃ : መንፈሳዊት : ወይደሉ : ለኩሉ : ለለጅዱ : ከመ : ደትክልእ : በመዋዕለ : ደም : ዘያማሰን : ለዐቲበ : ሥጋው : ወለዐቲበ : ውሉዱ = ወዘሰ ሙን : ሕማማትኒ : እሰመ : እማንቲ : መዋዕለ : ንዘን : ወጸም : ወጸሎት : ብዙጎ : ሌሊተ : ወመ ናልተ = ወአለ : ተርፋሰ : እጽዋም : አመቦ : ዘተመውዐ : እምፍትወት : ነዳዲት : ወዘእይ ትክዐሎ : ላዕለ : ተጋድሎታ : ይደልዎ : ሎቲ : ከመ : ያጥፍእ : ኪያሃ : ወደእትት : ተዳድቆተ : ሕሳማ : ዘጊዜያተ : ሌሊት : ዘብውሕ : ባቲ : በሊዕ : ወሰትይ : ዘእንበለ : ሌሊተ : መግልት : አንተ : ባቲ : ተእዘዘ : ይቅረቡ : ባቲ =

፱፻፳፯ ገጽ : ታሰዕ : በእንተ : አሕርም : ከዕውተ : ዘርእ : አፍእ : አማሕዘን : ብአሲት : ዘይከውን : እመጽሐፍ : ወልብ = ቀዳሚሰ : እሰመ : መፍ ቅድ : ቀዳማዊ : ዘኮነ : በእንተ : አውሰቦ : እኮነ : ዘእንበለ : በእንተ : አትርፎ : ዘርእ : በከመ : እቅደምነ : ጥያቄው : ወትከውን : እንከ : ነሣእ : ብአሲት : ምሰለ : እግገሦተ : ዘርእ : ወዘይመስሎ : ዘእይትረክብ : ባቲ : ዘዩ ንሳሎ : ኪያው : ይደልዎ : ለዘያወሰብ : ንዲገ : ነሣእ : ብአሲት =

፱፻፳፰ ወዳግምኒ : መክ : ኀወጅቲ : በእንተ : ታሰ : እግ ዚአብሔር : ዘይቤ : በአረት = አመቦ : ብአሲ :

ሰለ : ኃብቻ =

ነው : እንጂ = እግዚአብሔር : አንድ : ጊዜ : የሚጠበቁበትን : አንድም : ጊዜ ፈቃዳቸ ሰውን : የሚፈጽሙበትን : ሠራ = ነገር : ግን : በርኩሰት : እደውን =

፱፻፳፮ ክፍል = ከፍካቤ : መክልከል : ግን : በግዳጅ ዋና : በአራሰነቷ : ወራት : ነው = ይኸውም : ዐባለ : ዘርእን : ከጥፋት : ወገን : ስለሚያገኘው ነው = ከዚችም : ሥራ : የተነሣ : በማገፀን : የተዘነሱትን : ልጆች : የሥጋ : ደዌ : ስለሚያ ገኛቸው : ነው =

፱፻፳፯ ሥርዋጽ : ጳጅ = በፍትሐ : ነገሥት : የሥጋ : ደዌ : ለምፅም : እለ = በጸም : ወራት : መክል ከል : ግን : ስለጸም : የሚሆነው : የፈቃድ : አኳኝን : ይፈጸም : ዘንድ : ነው = ይኸውም : እንሰሳዊት : ነፍሰን : ክፍትወት : እንሰሳዊት : መክልከል : ነው = በእርሷ : ተዋሕዳ : ሰላላች : ስለነባቢት : ነፍሰ : ከብር : እንደ : መንፈሳ ዊት : (ረቂቅ) : ጠባይዋ : ሥራ = ሁሉም : ለዎን ዳንዱ : ሰውነቱንና : ልጆቹን : ለመጠበቅ : አጥፊ : በሆነ : በደም : ወራት : ሊከለከሉ : ይገ ባል = በሰሙን : ሕማማትም : እነዚህ : በመጻ ልትም : ዘሉሉትም : የኅዝን : የጸም : የብዙ : ጸሎት : ወራቶች : ናቸውና = በቀሩት : እጽ ዋም : ግን : ከምታቃጥል : ፍትወት : የተነሣ : ድል : የሆነ : በኖር : ድል : ሊነሣትም : የማይ ቻለው : በሆነ : ርሷን : ሊያርቅ : ይገባዋል = መብል : መጠጥ : በተፈቀደባት : በሌሊት : ጊዜያቶች : የፈቲው : ጦርን : ያርቅ = ይቆርቡ ባት : ዘንድ : ከታዘዘባት : የመጻልት : ሌሊት : በተር =

፱፻፳፯ ስኛ : ክፍል = ከሴት : ማገዘን : አውጥቶ : በእ ፍእ : (በውጭ) : ዘርዕ : ማፍሰሰን : ስለመክል ከል : ይናገራል = ይኸውም : ከመጽሐፍና : ክልብ : የሚሆን : ነው = መጀመሪያው : ግን : ስለ : ኃብቻ : የሆነው : መጀመሪያው : ፈቃድ : አስተድመን : እንዳሰረዳን : ዘርን : ለመተካት : ካልሆነ : በተር : እይጸናምና = ዘርንና : የሚመ ሰለውን : ከማራቅ : ጋራ : እንግዳዛ : ሚስት : ማግባት : እርሱን : የሚፈልጉት : ያማይገኝ በት : ትሆናልች = እንዲህ : ከሆነ : ለሚያገባ : ሰው : ሚስት : ማግባትን : መተው : ይገባዋል =

፱፻፳፰ ሁለተኛውም : መክ : ኀጅ = በአረት : ስለተነገ ረው : ሰለ : እግዚአብሔር : ቃል : ይናገራል =

ዘሰከበ ፡ ምሰለ ፡ ብእሲት ፡ ወእግኅው ፡ ዘርእ ፡
እምኔሃ ፡ እይሕየው ፡ እምቀቲል ፡ ትእ ፡ ፳፱
ጌቱ ፡ ወእውናን ፡ ወልደ ፡ ይሁዳ ፡ ምሰለ ፡ ብእ
ሲት ፡ እኅሁ ፡ በከመ ፡ ይንግር ፡ ሙጽሐፍ ፡
ከመ ፡ ውእቲ፡ ኮነ ፡ ሰበ ፡ ተደመራ ፡ ያእትት ፡
ዘርእ ፡ እምኔሃ ፡ ውሰተ ፡ ምደር ፡ ወጸንበ ፡
ገበረ ፡ ግብሩ ፡ በቅድመ ፡ እግዚእብሔር ፡ ወተ
ተሎ =

፱፻፳፱ ወደብ ፡ አረ ፡ ወርቅ ፡ በትርጓሜ ፡ ወንጌል ፡
ማቲዎስ ፡ ወናሁ ፡ ይትገበሩ ፡ ከመ ፡ እይሕየን ፡
ለፍጥረቱ ፡ ፍራ ፡ ውዘንቲ ፡ የእኪ ፡ እምተ
ኃጥለቱ ፡ ለዘልዋን ፡ ወዘንቲ ፡ እኪደ ፡
ከመ ፡ ይትኃጥሉ ፡ እለ ፡ ይሄልወ ፡ ወዘንቲ ፡
ደከውን ፡ በእንተ ፡ እውፅአተ ፡ ዘርእ ፡ ወገዲ
ፎቱ ፡ በንበ ፡ እይከውን ፡ ዘርእ ፡ ወገበረ ፡
ሥራይ ፡ በእንተ ፡ ከሊእ ፡ ፅንሰ =

፱፻፴፱ ገጽ ፡ ንሥር ፡ ለነሱ ፡ ዘይወርፍ ፡ በእንተ ፡
ሙሰና ፡ መግ ፡ ሃወጽቲ ፡ ትሔ ፡ ዘሃወጽቲ ፡
ወሰበ ፡ እውሰበ ፡ ብእሲ ፡ እምኔከመ ፡ ብእሲት ፡
ወዐእ ፡ ኅቢሃ ፡ ወእምዝ ፡ ጸልእ ፡ በከንቲ ፡
ወደብ ፡ እረከብከ፣ ድንግልናሃ ፡ ወለእመ ፡
ቆመ ፡ እበሃ ፡ ወተፋትሐ ፡ በእንቲእሃ ፡ ወረ
ከበ ፡ ከመ ፡ ውእቲ ፡ ጸረፋ ፡ በሐሰት ፡ ይገሥ
ጽዎ ፡ በእንተ ፡ ግብሩ ፡ ወደኩንንዎ ፡ በእንተ ፡
እበሳሁ ፡ ወትኩን ፡ ሎቲ ፡ ብእሲተ ፡ እመኒ ፡
ራቀደ ፡ እው ፡ እዘየ ፡ ወእይትከሰሎ ፡ ከመ ፡
ይትፈሰጥ ፡ እምኔሃ ፡ እስከ ፡ እመ ፡ ይመውት ፡
፩ዱ ፡ እምከልኤሆመ ፡ ወእመሰ ፡ ኮነ ፡ ቃለ ፡
ፅርፈቲ ፡ እመነ ፡ ወኢተረከበ ፡ ድንግልናሃ ፡
ወእልበመ ፡ እእምሮ ፡ ለወላድደኒሃ ፡ ወተዐ
ውቅ ፡ ነገረ ፡ ኅፍረታ ፡ ይትፈሰሙ ፡ ከልኤሆመ
ውትከውን ፡ ርግምታ ፡ ወእትትወሰብ ፡ ለካ
ልእ ፡ ወትንበር ፡ በቢታ ፡ እንዘ ፡ ተኅዘን ፡ ወት
በኪ ፡ እሰመ ፡ ይእቲ ፡ ዘመውት ፡ በቤተ ፡
እበሃ ፡ ወእስተንፈረቶ =

፱፻፴፩ መግ ፡ ግዳጃ ፡ ትሔ ፡ ዘቅቲ ፡ ለእመቦ ፡ ብእሲ ፡
ዘንገርዎ ፡ ሰብእ ፡ ከመ ፡ ዘመውት ፡ ብእሲቲ ፡
ወእያእመረ ፡ ጥያቄሁ ፡ ለዘንቲ ፡ ወራቀደ ፡
ከመ ፡ ያእምር ፡ ጥያቄ ፡ ግብራ ፡ ያብጽሐ ፡ ኅበ
ራታሒ ፡ ዘቤተ ፡ ክርሳቲያኑ ፡ ለእግዚእብ
ሔር ፡ ወደቅማ ፡ ቅድመ ፡ ምሥዋዕ ፡ ወደን
ግእ ፡ ካዘን ፡ ሙዳየ ፡ ለእስተት ፡ ወደደደ ፡
ውሰቴቲ ፡ ማየ ፡ መረረ ፡ ከብርታዊተ ፡ ወደ

ከሲት ፡ ጋራ ፡ የተኛ ፡ ዘሩንም ፡ ከእርሷ ፡ ያራቀ፡
በኖር ፡ ከሞት ፡ እይዳን ፡ ትእ ፡ ፳፯ ፡ የይሁዳ ፡
ልጅ ፡ እውናን ፡ ከወንድሙ ፡ ሚስት ፡ ጋር ፡
በተገናኘ ፡ ጊዜ ፡ ዘሩን ፡ ከእርሷ ፡ እውጥቶ ፡
በምድር ፡ ያፈሰው ፡ እንደነበረ ፡ ይህን ፡ ሥራ
ውን ፡ መሥራቲም ፡ በእግዚእብሔር ፡ ፊት ፡
በጸና ፡ ጊዜ ፡ እንደገደለው ፡ ሙጽሐፍ ፡ ይና
ገራል = (ዘፍ ፡ ወጽ ፡ ፱ - ፲፩) =

፱፻፳፱ አረ ፡ ወርቅም ፡ በማቲዎስ ፡ ወንጌል ፡ ትርጓሜ
እንዲህ ፡ እለ ፡ ለተፈጥሯትው ፡ ልጅ ፡ እንዳይ
ገኝ ፡ እነሆ ፡ ይጥራሉ ፡ ይዘሰ ፡ ካሉት ፡ መታ
ጣት ፡ ይከፋል ፡ ይዘም ፡ ከፋት ፡ ያሉት ፡ ይታ
ጡ ፡ ዘንድ ፡ ነው ፡ ይዘም ፡ ዘርን ፡ እውጥቶ ፡
በማይዘን ፡ ቦታ ፡ ሰለማናሰበ ፡ ይሆናል ፡ ስን
ሰንም ፡ ሰለመከልከል ፡ ሥራይ ፡ በማድረግ ፡
ነው =

፱፻፴፱ እሥረኛው ፡ ክፍል ፡ ሰለጥፋት ፡ ለሚሳይብ ፡
ሁሉ ፡ ይናገራል ፡ መግ ፡ ፻፳ ፡ ትሄ ፡ ፲፫ ፡ ከእ
ናንተ ፡ ወገን ፡ ሰው ፡ ሚስት ፡ እግብቶ ፡ በደረሰ
ባት ፡ ጊዜ ፡ ከዚህ ፡ በኋላ ፡ በከንቲ ፡ ቢመላት ፡
ድንግልናዎንም ፡ እላገኘሁም ፡ ቢል ፡ እባቷም ፡
ሰለእርሷ ፡ ቆሞ ፡ ቢከራከርና ፡ እርሱ ፡ በሐሰት ፡
እንደሰደባት ፡ ቢያውቅ ፡ ሰለሥራው ፡ ይገሥ
ጽት ፡ ሰለዘደሉም ፡ ይቅጡት ፡ እሺ ፡ ቢል ፡
ወደም ፡ እንበ ፡ ቢል ፡ ሚስት ፡ ትሁነው ፡ ከሁ
ሰቲ ፡ እንዱ ፡ እስኪሞት ፡ ድረስ ፡ ከእርሷ ፡
ሊለይ ፡ እይቻለውም ፡ የሰድሁ ፡ ቃል ፡ እው
ነት ፡ ቢሆን ፡ ግን ፡ ድንግልናዎም ፡ ዛይገኝ ፡
ወላጆቿ ፡ ባያውቁ ፡ የሚያሳፍር ፡ ነገሯም ፡ ቢታ
ውቅ ፡ ሁሉቲ ፡ ይለያየ ፡ የተረገመች ፡ ትሁን ፡
ሰሌላም ፡ ሚስት ፡ እትሁን ፡ እያዘነችና ፡ እያለ
ቀሰች ፡ በቤቷ ፡ ትኑር ፡ ባዛቷ ፡ ቤት ፡ ሰለና ፡
እሳፍራዋለችና = (ዘዳ ፡ ፳፪ ፡ ፲፫ - ፳፩) =

፱፻፴፩ መግ ፡ ግዳጃ ፡ ትሄ ፡ ፩ ፡ ሚስቲ ፡ እንደሰሰነች ፡
ሰዎች ፡ የነገሩት ፡ ሰው ፡ በኖር ፡ የዚህን ፡ እርግ
ጡን ፡ ባያውቅ ፡ የሥራዋን ፡ እርግጠኛነት ፡
ሊያውቅ ፡ ቢወድ ፡ ወደ ፡ እግዚእብሔር ፡ ቤተ ፡
ክርስቲያን ፡ ዳኛ ፡ ያድርሳት ፡ ከምሥዋዕ ፡
ፊትም ፡ ያቀማት ፡ ካዘኑ ፡ የሸከላ ፡ ገንቦ ፡
(መንቀል) ፡ ወስዶ ፡ የከበረች ፡ መራራ ፡ ውሀ ፡
በውሰጣ ፡ ይጨምር ፡ ከምሥዋዕ ፡ ምድጃ ፡

እንቀጽ ፡ ፳፱ ።

ሰለ ፡ ፵፻፶፫ ።

ንግእ ፡ መራተ ፡ እማእዘንተ ፡ ምሥዋዕ ፡ ወይ
 ደዮ ፡ ውሰተ ፡ ማይ ፡ ወየእንዞ ፡ በእደዋሁ ፡
 ወትክሥት ፡ ርእሳ ፡ ወያምሕላ ፡ ዘንደላ ፡
 ታቦት ፡ ወበጎድረተ ፡ መንፈስ ፡ ቅዱስ ፡ ላዕ
 ሊው ፡ በነሱ ፡ ጊዜ ፡ እንዞ ፡ ይብል ፡ ዘመውን ፡
 ምስሌኪ ፡ ብእሲ ፡ ነኪር ፡ ወሰእመ ፡ ትዜ ፡
 እልዩ ፡ ይዘሳ ፡ ካዘን ፡ ሰበሰ ፡ ኮንኪ ፡ ንጽሕተ ፡
 እምዘ ፡ ተሐዘበ ፡ ቦቱ ፡ ብእሲኪ ፡ ስትዩኪ ፡
 ዘንተ ፡ ማየ ፡ ወእልዕ ፡ ዘይነክየኪ ፡ ሕውም ፡
 ወእመሰኪ ፡ እንቲ ፡ በበደኪ ፡ መመሐልኪ ፡ በሐ
 ሰት ፡ ግዙተ ፡ እግዚአብሔር ፡ ትንደር ፡ ላዕ
 ሲኪ ፡ ወክኒ ፡ ግውውተ ፡ እምሰብእ ፡ በትኪ ፡
 ወዘንቱ ፡ ማይ ፡ ዘትሰትዩዮ ፡ ያማሰን ፡ ነሎ ፡
 ሥጋኪ ፡ ወይምሱ ፡ ነሎ ፡ አባላተኪ ፡ ወእደ
 ጽናዕ ፡ ለዓለም ፡ ወትበል ፡ ብእሲት ፡ እሚን ፡
 እሚን ፡ ወእሚን ፡ ወትሰቲይ ፡ ውእተ ፡ ማየ ፡
 በትድመ ፡ ምሥዋዕ ፡ እግዚአብሔር ፡ እንዞ ፡
 ከውት ፡ ርእሳ ፡ ወምታ ፡ እንዞ ፡ ይራእዮ ፡ በእዕ
 ደንቲሁ ፡ ወሰእመ ፡ ኮንት ፡ ሐሳዊተ ፡ ውእቱ ፡
 ማይ ፡ ዘስትየቶ ፡ ይነፍሳ ፡ ነሎ ፡ ሥጋሃ ፡ ወት
 ከውን ፡ ትእምርተ ፡ ለነሱ ፡ ዘይራእዮ ፡ ወእ
 መሰ ፡ ኮንት ፡ ንጽሕተ ፡ እደራክባ ፡ ምንትኒ ፡
 ሕውም ፡ ወይእቲ ፡ ትወንሰ ፡ ወትወልድ ፡
 ወልድ ፡ ብእሲ ፡ ዘትትራግሕ ፡ ቦቱ ፡ ወያኒ
 ትት ፡ እግዚአብሔር ፡ እምታ ፡ ዘወድተ ፡
 ውሰተ ፡ ልቡ ፡ እምትሕዝብት ፡ ወትንእት ፡
 ዘላሰሊሃ ።

ሐመድ ፡ ወሰዶ ፡ ከውዘው ፡ ይጨምረው ፡
 በእጁም ፡ ይደዘው ፡ ራሳን ፡ ትንገለጽ ፡ በታ
 ዞቱ ፡ ንይልሮ ፡ ውልጊዜ ፡ በእርሱ ፡ ላይ ፡ በእ
 ደረው ፡ በመንፈስ ፡ ቅዱስ ፡ ያምላት ፡ እንዲህ ፡
 እያለ ፡ ሌላ ፡ ሰው ፡ ካንቺ ፡ ጋራ ፡ እመነዘረን ? ።
 የለም ፡ ብትል ፡ ባልሽ ፡ ከተጠራጠረበት ፡ ነገር
 የነጸሽ ፡ ከሆንሽ ፡ ይዘን ፡ ውዘ ፡ ጠጪ ፡ የሚን
 ካሽ ፡ ክፉ ፡ ነገርም ፡ የለም ፡ ይበላት ፡ እንቺ ፡
 ስንራሽ ፡ በሐሰት ፡ ብትምደ ፡ ግን ፡ የእግዚአብ
 ሔር ፡ እርግማን ፡ በላይሽ ፡ ላይ ፡ ትደር ፡ ከቤ
 ተሰቦችሽም ፡ የተለየሽ ፡ ውኃ ፡ ይዘ ፡ የምትጠ
 ጨው ፡ ውዘ ፡ ሰውነትሽን ፡ ያጥፋው ፡ ሰውነ
 ትሽን ፡ ውሱ ፡ ያቅልጠው ፡ ለዘለዓለም ፡ እደ
 ጽና ፡ ሲቷም ፡ እሚን ፡ እሚን ፡ እሚን ፡ ትበል
 በምሥዋዕ ፡ ራት ፡ ሰፊት ፡ ቆማ ፡ ራሷን ፡
 ገልጣ ፡ ባሏ ፡ በዓይኑ ፡ እያያት ፡ ያንን ፡ ውዘ ፡
 ትጠጣ ፡ ሐሰተኛ ፡ ብትሆን ፡ የጠጣችው ፡ ውዘ
 ሰውነቷን ፡ ውሉ ፡ ይነፋዋል ፡ ላያትም ፡ ውሉ ፡
 ምልክት ፡ (መቀጣጫ) ፡ ትሆናለች ፡ የነፃች ፡
 ብትሆን ፡ ግን ፡ ምንም ፡ ክፉ ፡ ነገር ፡ እያገኛ
 ትም ፡ እርሷ ፡ ትጸንሳለች ፡ ይሰ ፡ የምትሰኝበ
 ትም ፡ ወንድ ፡ ልጅ ፡ ትወልዳለች ፡ በእርሷ ፡
 ላይ ፡ ካደረገው ፡ በትንፃትና ፡ ከጥርጥር ፡ ወገን ፡
 በልቡ ፡ ውስጥ ፡ የወደቀውን ፡ እግዚአብሔር ፡
 ከባሏ ፡ ያርቃል ፡ (ዘጉ ፡ ፭ ፡ ፲፩ - ፳፫) ።

፪፻፵፪ ገጽ ፡ ዓሥር ፡ ወጽዶ ፡ በእንተ ፡ እእምርተ ፡
 ግብር ፡ እንተ ፡ ትከውን ፡ ለእእምርተ ፡ አው
 ሰባ ፡ ወእምእሃ ፡ እደደልዎ ፡ ለጽዳሃ ፡ ከመ ፡
 የሐሲ ፡ ከመ ፡ እውሰቦ ፡ ሕፋም ፡ ውእቱ ፡ ወእ
 ግብራቲሁ ፡ ረሰጠጅ ፡ ጳጳሮቱ ፡ ወዘሰ ፡ ተክ
 ልእ ፡ እምእውሰቦ ፡ እመንገለ ፡ እስተራሳሱ ፡
 ዐብድ ፡ ውእቱ ፡ እሰመ ፡ ነሎ ፡ ዘራጠሮ ፡ እግ
 ዙአብሔር ፡ ሠናይ ፡ ውእቱ ፡ ጥቶ ፡ እሰመ ፡
 ተዘሰተ ፡ ወእንሰተ ፡ ዘራጠረ ፡ እግዚአብሔር ፡
 ሰውናይ ፡ ወሰእዳም ፡ ወለደትመተር ፡ እም
 ቤተ ፡ ክርስቲያን ፡ ወለእመሰ ፡ ኮንት ፡ ተክ
 ልእቱ ፡ በእንተ ፡ ፍና ፡ ተፀምዶ ፡ ወንጽሕ ፡
 ሰዝንቲሰ ፡ ብወሕ ፡ ሎቱ ።

፪፻፵፪ እሥረኛ ፡ ክፍል ፡ ፵፻፶፫ ፡ ለማወት ፡ የም
 ትዘን ፡ ሥራን ፡ ስለማወቅ ፡ ይናገራል ፡ ከእር
 ሷ ፡ የተነሣ ፡ ለእንዳሰ ፡ እንኳ ፡ ፵፻፶፫ ፡ ሥራ
 ምቹም ፡ የተከለከለ ፡ እንደሆነ ፡ ሊያሰብ ፡ አይገባ
 ውም ፡ ረሰጠጅ ፡ ጳጳሮ ፡ በማራከስ ፡ ከ፵፻፶፫ ፡
 የተከለከለ ፡ ሰው ፡ ግን ፡ አላዋቂ ፡ ነው ፡ እግዚ
 አብሔር ፡ የራጠረው ፡ ውሉ ፡ እጅግ ፡ መልካም ፡
 ነውና ፡ እግዚአብሔር ፡ ሴትና ፡ ወንድ ፡ እድ
 ርጎ ፡ የራጠረ ፡ ለመልካም ፡ ነገር ፡ ነውና ፡
 ከቤተ ፡ ክርስቲያን ፡ ይለዩ ፡ መከልከሉ ፡ ሰለ ፡
 ንጽሕናና ፡ ሰለምንነሱና ፡ ብትሆን ፡ ግን ፡ ለእ
 ርሱ ፡ ይገባዋል ።

፪፻፵፫ ግንር ፡ ፩ ፡ ወዘእንወረ ፡ ሥርዓተ ፡ እውሰቦ ፡
 ዘበእማን ፡ ወደቤ ፡ ከመ ፡ ቀሪቦታ ፡ ርኩሰ ፡
 ወከመ ፡ ይእቲ ፡ ትክልእ ፡ በዋእ ፡ መንግሥተ ፡

፪፻፵፫ ግንር ፡ ፩ ፡ እውነተኛውን ፡ የጋብቻ ፡ ሥርዓት ፡
 የነቀረ ፡ ወይእርሷም ፡ መቅረብ ፡ ርኩሰ ፡ ነው ፡
 እርሷም ፡ ወይመንግሥተ ፡ ሰማያት ፡ መግባትን

ሰማያት ፡ ውጥዝ ፡ ውላቱ ።

፱፻፵፬ ዘገወፀቱ ፡ ወዘሂ ፡ ኅድገ ፡ ብላሊቶ ፡ ወደፈቱ ፡ ከመ ፡ ትትጥጎሥ ፡ እምኔው ፡ እንዘ ፡ ያረቡሶ ፡ ለአውስዞ ፡ ውጥዝ ፡ ውላቱ ። ወዓዲ ፡ እብ ዉሊክ ፡ ከመ ፡ ትብእ ፡ ትክት ፡ እው ፡ ሐራሱ ፡ መወልዲት ፡ ውስተ ፡ ቤተ ፡ ክርስቲያን ፡ በጊ ዜያት ፡ እንተ ፡ ናመጽእ ፡ ዘክሮቶን ።

፱፻፵፭ ዘኒቅያ ፡ ዘአወፀቱ ፡ እትባእ ፡ ትክት ፡ ውስተ ፡ ቤተ ፡ ክርስቲያን ፡ ወእትቅረብ ፡ እስከ ፡ ይት ፈጸም ፡ መዋሶለ ፡ ትክቶገ ፡ ወእመኒ ፡ ኮነት ፡ ብእሲተ ፡ ንጎሥ ፡ ወእመቦ ፡ ካዘን ፡ ዘተዐደወ ፡ ዘንተ ፡ ለደደት ፡ እመዓርጊው ።

፱፻፵፮ በደስ ፡ ገወፀቱ ፡ ወብእሲትኒ ፡ እንተ ፡ ወለ ደት ፡ ትንበር ፡ በእፍክ ፡ እመካን ፡ ቅዱስ ፡ ጳ ፡ ሶለተ ፡ ለእመ ፡ ኮነ ፡ ተባሶተ ፡ ወእመሰ ፡ ወለ ደት ፡ እንስተ ፡ ቸ ፡ ሶለተ ። ወመወልዲትኒ ፡ እደትመጠዋ ፡ እምሥጢራት ፡ እስከ ፡ ይከ ውን ፡ አ ፡ ሶለት ፡ በተባሶት ፡ ወጳ ፡ ሶለት ፡ በእ ንሰት ።

፱፻፵፯ ወካዕበ ፡ ይደሉ ፡ ከመ ፡ ይትጥጎው ፡ እምዘማ ዋት ። በስ ፡ ገወፀቱ ፡ ወብእሲት ፡ እንተ ፡ ባቲ ፡ ምት ፡ ሶበ ፡ ዘመጠተ ፡ ወእደእመሪ ፡ ባቲ ፡ ብእሲጎ ፡ ይደሉዋ ፡ ትኔኔ ፡ ለባከቲታ ፡ እመሰ ፡ አእመሪ ፡ ባቲ ፡ ምታ ፡ ወእፈቀደ ፡ ይስደዳ ፡ ይሰደዱ ፡ ክልኢሆመ ።

፱፻፵፰ ዘገወፀቱ ፡ ወለእመ ፡ ኮነ ፡ ካዐን ፡ ይትመተር ፡ እምሣመቱ ፡ ወደክልእም ፡ እምሥጢራት ። ወሶበ ፡ ንሱሐ ፡ እምድጎሪ ፡ ተመትሪ ፡ እምሣ መቱ ፡ ወሰደዳ ፡ ለደላቲ ፡ ይመዋውም ፡ እምሥ ጢራት ፡ ወባከቲ ፡ እደትመዋዮ ፡ ኅበ ፡ ሣመቱ ፡ እስመ ፡ ውላቱ ፡ ተሰተፈ ፡ ዘማዋቲ ።

፱፻፵፱ ዘጳወፊዱ ፡ ወለእመ ፡ ተወስበት ፡ ብእሲተ ፡ ተሲስ ፡ ለካልእ ፡ እምድጎሪ ፡ ሞቱ ፡ እስመ ፡ ንብረት ፡ ጽዕለተ ፡ ወወዐበት ፡ ሕጻጽ ፡ ለመ ዓርግ ፡ ተዳሚት ፡ ይደሉዋ ፡ ንሱሐ ።

፱፻፶፬ ምዕራፍ ፡ ፮ ። በእንተ ፡ ዘደመዘር ፡ ተዋሰዞ ፡ ተዋሰዞ ፡ ይመዘር ፡ በቺቱ ፡ ሣብራት ፡ ፊዱ ፡ እምኔሆመ ፡ እመ ፡ መንኮሱ ፡ በሥምረቶመ ፡ ብእሲ ፡ ወብእሲት ፡ ኅበሪ ።

፱፻፶፭ ወዳግምኒ ፡ ይከጎን ፡ ተመደወ ፡ ኅበ ፡ ኅርዮተ ፡ ፊዱ ፡ እምኔሆመ ፡ ወውላቱ ፡ ከመ ፡ ይዕበዮ ፡

ትክለክላላች ፡ የሚል ፡ የተለዩ ፡ ነው ።

፱፻፶፬ ገፀ ። ሚስቱን ፡ የፈታ ፡ ጋብቻን ፡ እያረከሰ ፡ ከእርሱ ፡ እንድትለዩ ፡ የሚወድም ፡ የተለዩ ፡ ነው ። ዳግመኛም ፡ ከግዳጅ ፡ ያልነጸች ፡ ወደም ፡ አራሱ ፡ ወደም ፡ ያዋለደች ፡ ሴት ፡ ስማ ቸውን ፡ ወደፈት ፡ ዘርዘሪን ፡ በምናመጣው ፡ ጊዜያቶች ፡ ወደ ፡ ቤተ ፡ ክርስቲያን ፡ እንደት ገባ ፡ እያፈቀደም ።

፱፻፶፭ ኒቅያ ፡ አዘ ። ደም ፡ የሆነች ፡ ሴት ፡ ወደ ፡ ቤተ ክርስቲያን ፡ አትግባ ። የግዳጅዋም ፡ ወራት ፡ እስኪፈጸም ፡ ድረስ ፡ አትቅረብ ። የንጉሥ ፡ ሚስትም ፡ (እቲጎም) ፡ ብተሆን ፡ ይሆን ፡ የተ ዳፈረ ፡ ካህን ፡ ቢኖር ፡ ከሹመቱ ፡ ይሻር ።

፱፻፶፮ በደስ ፡ ገፀ ። የወለደች ፡ ሴትም ፡ ወንድ ፡ ልጅ ፡ ቢሆን ፡ ጳ ፡ ቀን ፡ ሴት ፡ ብትወልድ ፡ ግን ፡ ቸ ፡ ቀን ፡ ከቤተ ፡ ክርስቲያን ፡ በእፍክ ፡ ትቆይ ። አዋላጆችም ፡ በወንድ ፡ ልጅ ፡ እስከ ፡ ኻያ ፡ ቀን ፡ በሴት ፡ እስከ ፡ ጳ ፡ ቀን ፡ ድረስ ፡ ከሥ ጋውና ፡ ከደመ ፡ እያቀበሉ ።

፱፻፶፯ ዳግመኛ ፡ ከእመንዘራ ፡ ሴት ፡ ይርቁ ፡ ዘንድ ፡ ይገባል ። በስ ፡ ገፀ ። ባል ፡ ያላት ፡ ሴት ፡ ብት ሰስን ፡ ባሏም ፡ ቢያውቅባት ፡ ለብቻዋ ፡ ንሱሐ ፡ ይገባታል ። ባሏ ፡ ቢያውቅባት ፡ ግን ፡ ሊፈታ ትም ፡ ባይወድ ፡ ሁለቱም ፡ ይለዩ ።

፱፻፶፰ ገፀ ። ካዘን ፡ ቢሆን ፡ ከሹመቱ ፡ ይሻር ። ከምሥ ጢራትም ፡ ይክልክሉት ፡ ከሹመቱ ፡ ከተሻረ ፡ በኋላ ፡ ቢጸጸት ፡ እርሷንም ፡ ቢፈታት ፡ ሥጋው ንኅ ፡ ደሙን ፡ ያቀብሉት ። ነገር ፡ ግን ፡ ወደሹ መቱ ፡ እያመለሰ ፡ ከዘማዋቱ ፡ ጋራ ፡ እንድ ፡ ሁኗልና ።

፱፻፶፱ ጳፊ ። የቆሰ ፡ ሚስት ፡ ከባሏ ፡ ሞት ፡ በኋላ ፡ ለሌላ ፡ ሚስት ፡ ብትሆን ፡ ለደገኛዬቱ ፡ መዓ ሮግ ፡ ስድብን ፡ (ተዋርጾን) ፡ ኅድሶትንም ፡ ስለ ስጠች ፡ ንሱሐ ፡ ይገባታል ።

፱፻፶፬ ስድስተኛ ፡ ምዕራፍ ፡ ጋብቻ ፡ ስለሚፈርስበት ፡ ይኖገራል ። ጋብቻ ፡ በሦስት ፡ ነገሮች ፡ ይፈር ባል ። ከእነርሱም ፡ እንዱ ፡ ባልና ፡ ሚስት ፡ ተስማምተው ፡ በእንድነት ፡ ቢመነኮሱ ፡ ነው ።

፱፻፶፭ ሁለተኛውም ፡ ከእነርሱ ፡ ወደ ፡ እንዱ ፡ ምርመራ መመለስ ፡ ነው ። ይኸውም ፡ ጋብቻን ፡ ከሚከለ

እንተጽ፡ ጽፅ።

ሰለ፡ ጋብቻ።

ለበጹ፡ እምተደምር፡ ከመ፡ ይደመሩ፡ ተደምርተ፡ መፍቅድ፡ ለተዋሰበ፡ በገጽት፡ ዝኾራት፡ በክፍል፡ ላምን፡ እምዘ፡ ይክልእ፡ እውሰዘ። እሰመ፡ ዝንቱ፡ እይከውን፡ ምሰሌዙ፡ መፍቅድ፡ ተዳማዊ፡ በእውሰዘ፡ መውእቱ፡ ረኪዘ፡ ዘርእ፡ ይእዘዮ፡ ለበጹ፡ እምተደምርቱ፡ ወእኩ ለመፍቅድ፡ ዘተላዊሁ፡ ሎቱ፡ መውእቱ፡ እሰሰሎተ፡ ሕማመ፡ ፍትወት፡ ላዕለ፡ ገጽ፡ ዘኢትክልእ፡ ሕግ። ወይተልዎ፡ ለዝንቱ፡ ተመትርተ፡ ዜና፡ ፩ዱ፡ እምኢዮሙ፡ ዓመታተ፡ ብዙጎ፡ በምክንያተ፡ ተሞቅሖቱ፡ ወዘይመሰሎ።

ክል፡ ወገን፡ በሰምንተኛው፡ ክፍል፡ በተነገሩት፡ ሥራዎች፡ ለጋብቻ፡ የሚያሻውን፡ መገናኘት፡ ይገናኙ፡ ዘንድ፡ ከመገናኘት፡ ጓደኛውን፡ ይክልክለው፡ ዘንድ፡ ነው። በጋብቻ፡ መጾመራው፡ ፈቃድ፡ ከእርሱ፡ ጋር፡ እይደገን ምና። ይኸውም፡ ዘርሶን፡ ማግኘት፡ ነው። ከመገናኘት፡ ባልንጀራውን፡ እንቢ፡ ቢለው። እርሱን፡ ለሚከተለው፡ ፈቃድ፡ እይደለም። ይኸውም፡ ሕግ፡ በማትከለከለው፡ ክፍል፡ ላይ፡ የፈተው፡ ጦርን፡ ማራቅ፡ ነው። ብዙ፡ ዓመት፡ በመታሠሩ፡ በሚመለሰውም፡ ምክንያት፡ ከእነርሱ፡ ወገን፡ ያንዱ፡ ወሬ፡ መቋረጥ፡ ይዘን፡ ይመሰላል።

፪፻፵፪ ወግልሰኒ፡ ዘኢይትረጸም፡ ዞቱ፡ ፈቃድ፡ ካልእ፡ በእውሰዘ፡ መውእቱ፡ ተራድኦቶሙ፡ በእንተ፡ እቅልሎተ፡ ሕይወት፡ ወእውንዮታ። ወገንተኔ፡ ይትከራል፡ ንበ፡ ጅቱ፡ እከፋል እው፡ ለ፩ዱ፡ ዘይደሉ፡ እምውሰባን፡ ዘእውሰዘ፡ ዘተዳማሃ፡ ወዘይነሪሃ፡ ሰበ፡ ጸንዐ፡ ድቀተ፡ ዝሙቱ፡ ንበ፡ ብእሲት፡ ወበዝጎ፡ ድቀቱ፡ በካልእት፡ እምዘእሲቱ፡ ይትንደሚ።

፪፻፵፪ ሦስተኛውም፡ በጋብቻ፡ ጊዜ፡ ሌላ፡ ፈቃድ፡ የማይረጸምበት፡ ነው። ይኸውም፡ ኑርን፡ ለማቃለልና፡ ለማላመር፡ መረዳታቸው፡ ነው። ይኸውም፡ ከ፫፡ ወገን፡ ይከረላል። ወይም፡ ከተጋቡት፡ ላንዱ፡ የሚገባ፡ መጀመሪያዮቱን፡ ኹለተኛዮቱን፡ ያገባ፡ ሰው፡ በሚሰቱ፡ የዝሙቱ፡ እወዳደቅ፡ ቢጸና፡ ከሚሰቱም፡ በሌላ ይቱ፡ ሴት፡ እወዳደቅ፡ ቢበዛ፡ ይረረላል።

፪፻፵፫ ወዳግምኒ፡ እይደሉ፡ ዝሙት፡ ፈድፋድ፡ በከመ፡ ተጠየተ፡ ለዝንቱ፡ ክልኤ፡ ክፍላት፡ በእንተ፡ ዘይከውን፡ ቦሙ፡ ሙሰና፡ ሕይወቶሙ፡ ዘጎጢእ፡ ሲሲት፡ እምቀቢጸ፡ እሰተሐምሞተ፡ ፩ዱ፡ እምኢዮሙ፡ ለካልኡ፡ ወእኪ በውሉይሙ፡ እምዘ፡ ይከውን፡ መፍቅዳቱ፡ ዮሙ፡ ወእሰተሐምሞቶሙ፡ ለዘዘልረ፡ ይትቃረኖሙ፡ ከሎ፡ ጊዜ፡ በኑጎ፡ ሕይወቶሙ፡ ወይትመየጥ፡ ጸግዎ፡ ንዋዩ፡ ንበ፡ ነኪራን። ወነጢእ፡ ጠይቆተ፡ ብእሲ፡ ለዘርእ፡ ዘእሁ፡ ወይከውኖ፡ ወራሴ፡ ካልእ፡ ወልድ፡ ዘኢተወልድ፡ እምኒዐ። ወከመ፡ እይረረሰ፡ ለዝንቱ፡ ዘተወልድ፡ እምዘሙት፡ ለወላዳዎ፡ ዘበእማን፡ ወይከውን፡ ብጽሖተ፡ ቀትል፡ ላዕለ፡ ፩ዱ፡ እምውሰባን፡ እው፡ በዘማዊ፡ ካሰበ፡ እመኒ፡ በምክንያተ፡ ቅንእት፡ እው፡ ለ፩ዱ፡ ዘይደሉ፡ ከመ፡ ያሰተዋሰበ፡ ለ፩ዱ፡ እምዘማውያን፡ ካልእን፡ በእሰተዋሰበ፡ እው፡ በካልአተሃ።

፪፻፵፫ ሁለተኛውም፡ እንደተነገረ፡ ዝሙት፡ ፈጽሞ፡ እይገባም። ለዚህ፡ ሁለት፡ ክፍሎች፡ እሎት። ፍላጎታቸውና፡ እላባቸው፡ በሕይወታቸው፡ ዘመን፡ ሁልጊዜ፡ እዘውትሮ፡ ለሚቃወማቸው፡ በመሆኑ፡ ከእነርሱ፡ እንዱ፡ ለሌላው፡ ወይም፡ በልጆቻቸው፡ ማለብን፡ ከማጣት፡ የተነሣ፡ ምግብን፡ በማጣት፡ የሕይወታቸው፡ ጥፋት፡ ለለሚገደባቸው፡ ነው። የገንዘቡ፡ ለወታም፡ ወይሉሎች፡ ይመሰላል። ሰው፡ ዘርን፡ መረዳት፡ ስለሚያጣና፡ ከእርሱ፡ ያልተወለደ፡ ሌላ፡ ልጅ፡ የሚወርሰው፡ ስለሆነ፡ ነው። በዝሙት፡ የተወለደው፡ እውነተኛ፡ እባቱን፡ እንዳይወርሰው፡ ነው። ከባልና፡ ከሚሰት፡ ባንዱ፡ ወይም፡ ዳግመኛ፡ በዘማዊው፡ ላይ፡ ሞት፡ የሚደርስ፡ ለሌላው፡ ነው። በቅንዓት፡ ምክንያትም፡ ቢሆን፡ ወይም፡ ከሌሎች፡ እመንዝራዎች፡ ለእንዱ፡ እንዱን፡ ያጋባው፡ ዘንድ፡ በሚያበቃ፡ በጋብቻም፡ ቢሆን፡ ወይም፡ በሌሎቹ።

፪፻፵፬ ወግልሰ፡ እሕሰሞተ፡ ፩ዱ፡ እምኢዮሙ፡ ላዕለ፡ ሕይወተ፡ ካልኤ፡ ወበተጋዕዮተ፡ ፩ዱ፡ እምኢዮሙ፡ ምሰለ፡ ካልእ፡ ይከውን፡ ጋእዘ።

፪፻፵፬ ሦስተኛውም፡ ከእነርሱ፡ እንዱ፡ በሌላው፡ ሕይወት፡ ላይ፡ ክፉ፡ ቢያደርግ፡ ነው። ከእነርሱም፡ እንዱ፡ ከሁለተኛው፡ ጋራ፡ በመክራ

ዘደሰተርእ ፡ ቦቱ ፡ ግብረ ፡ ዓመ፡ እኩዩ ፡
ዘውሰቱቱ ፡ ለልወት ።

፱፻፵፭ ወንዞ ፡ ተወርቡ ፡ በእንተ ፡ እሉ ፡ ምግባራት ፡
፫ቱ ፡ ቀኖናት ፡ ወዛቱ ፡ ያእቱ ። ቀዳማዊ ፡ ጠስ ፡
ዘ፲ወጃዱ ፡ አውሰቦ ፡ ያፀራፅ ፡ ለእመ ፡ መን
ኩሱ ፡ ብእሲ ፡ ወብእሲት ፡ ኅቡረ ፡ በሥምረ
ቶሙ ፡ ወዳግማዊኒ ፡ አውሰቦ ፡ ያወዐር ፡
በምክንያተ ፡ ዕጽብ ፡ ለእመ ፡ ኮነ ፡ ብእሲ ፡ ዘእ
ዶትከህሎ ፡ ከመ ፡ ያደመር ፡ ምሰለ ፡ ብእሲቱ ፡
ወያግበር ፡ ዘይደሉ ፡ ለፍጥረቱ ፡ አላ ፡ ያንበር ፡
እምድጎረ ፡ ተራከቦ ፡ እሰከ ፡ ፫ቱ ፡ ዓመት ።
ወእመ ፡ ፍጹመ ፡ ኢተከህሎ ፡ ከመ ፡ ያግበር ፡
ዘራቀደ ፡ ያደሉ ፡ እሚሃ ፡ ለብእሲት ፡ ወለወላ
ድያኒሃ ፡ ከመ ፡ ያሥዐፍ ፡ ተደምሮቶሙ ፡
ለእመ ፡ ኮነት ፡ ብእሲት ፡ ዘእትራትድ ፡ ኅዲረ ፡
ምሰሌሁ ፡ ተህቦ ፡ ለብእሲ ፡ ሕፃሃ ፡ ለእመ ፡
ያንሥእ ፡ እምብእሲቱ ። ወአምኅሰ ፡ ዘቀደመ ፡
እምነ ፡ መርዓ ፡ ያትርፍ ፡ ኅበ ፡ ብእሲ ፡ ወእ
የዘብ ፡ ምንተኒ ፡ እምኅቢሁ ።

፱፻፵፮ መጅ ፡ ፅቱ ፡ ወእመ ፡ ኮነ ፡ ብእሲ ፡ ዘአውሰቦ ፡
ብእሲቱ ፡ ወረከባ ፡ ሕጽጽተ ፡ እምፍጥረተ ፡
አንሰት ፡ ወፍሎጥ ፡ ግብራ ፡ እምፍጥረታ ፡
ዘእትግንዮ ፡ ለብእሲ ፡ ወነጎረ ፡ ዘንተ ፡ ወእቱ
በቀዳሚት ፡ ዕለተ ፡ በዋእቱ ፡ ኅቢሃ ፡ አው ፡
በሳኒታሁ ፡ አው ፡ በግልስ ፡ ወነጎር ፡ ለከህን ፡
ግብራተሃ ፡ ኅጽሐት ፡ ርእሱ ፡ እምሰዳ ። ወሰቦ ፡
ተግህደ ፡ ጥያቱሁ ፡ ያደልዎ ፡ ለኢሕለቆጶስ ፡
ከመ ፡ ያፍልጠሙ ፡ ወያፍታሕ ፡ ሥርዓታቱ
ሆሙ ፡ ወያብሐ ፡ ለብእሲ ፡ አውሰቦ ፡ ወትትግ
ሠጽ ፡ ብእሲት ፡ ወደክልእዎ ፡ እምአውሰቦ ፡
ወደጎሥጽዎ ፡ ለመላኪሃ ፡ ወያውግዘዎ ፡ እም
ቀኅርባን ፡ ወእምበዋእ ፡ ቤተ ፡ ክርሱቲያን ፡
ብዙን ፡ መዋዕለ ።

፱፻፵፯ ዐለእመ ፡ ኮነ ፡ ዘአእመረ ፡ ወነብእ ፡ ግብረ ፡
ዜእሃ ፡ ወተኅዘለ ፡ ላዕለ ፡ ገቢረ ፡ ግብረ ፡ ኅፍ
ረት ፡ መዋለለ ፡ ነዋኅ ፡ ወተከሥተ ፡ ግብራ ፡
እምድጎረ ፡ ዘንቱ ፡ ያትግሠጽ ፡ ወኡቱ ።
ወእመ ፡ ኮነ ፡ ወእቱ ፡ እምዘ ፡ ያትዐተብ ፡
ርእሱ ፡ ወደትግንጎሥ ፡ በፍኖተ ፡ ንጽሕፍ ፡ ኢያ
ብሕዎ ፡ አውሰቦ ። ወለእመሰ ፡ ኮነ ፡ እምዘ ፡
ያትረራህ ፡ ላዕሊሁ ፡ እምሐዋር ፡ ኅበ ፡ ዘየ
አኪ ፡ ኅፍረት ፡ እምዘ ፡ ዐለወ ፡ ቦቱ ፡ ለያብ
ሕዎ ፡ አውሰቦ ።

ከር ፡ በውስጡ ፡ ሸፍጥ ፡ ያለበት ፡ ክፉ ፡ የዓ
መፅ ፡ ሥራ ፡ የሚገለጽበት ፡ ክርክር ፡ ይሆናል ።
፱፻፵፰ ስለእነዚህ ፡ ሥራዎች ፡ እነሆ ፡ ፫ ፡ መጻሕፍት ፡
ተጽፈዋል ። መጀመሪያዬቱም ፡ ይህች ፡ ናት ።
ጠስ ፡ ፲፩ ፡ ባልና ፡ ሚሰት ፡ በረቀዳቸው ፡ እን
ድነት ፡ ቢመነኩሱ ፡ ጋብቻ ፡ ይረርሳል ። ሁለ
ተኛውም ፡ ጋብቻ ፡ በጭንቅ ፡ ምክንያት ፡ ያረ
ርሳል ። ወንድ ፡ ለተረጎሞው ፡ የሚገባውን ፡
ያደርግ ፡ ዘንድ ፡ ከሚስቱ ፡ ጋራ ፡ መገናኘት ፡
የማይቻለው ፡ ቢሆን ፡ ከመገናኘት ፡ በኋላ ፡
እስከ ፡ ፫ ፡ ዓመት ፡ ይኑር ፡ እንጂ ። የወደደውን
ያደርግ ፡ ዘንድ ፡ ፈጽሞ ፡ ባይቻለው ፡ ያንገዜ ፡
ለሚሰጡት ፡ ለወላጆቻቸው ፡ ጋብቻውን ፡ ሊያረ
ርሱ ፡ ይገባል ። ሴቷ ፡ ከእርሱ ፡ ጋራ ፡ ማደርን ፡
የማትወድ ፡ ብትሆን ፡ ከሚስቱ ፡ የሚቀበል ፡
ከሆነ ፡ ማሚዋን ፡ ትስጠው ፡ ከሠርግ ፡ የቀደ
መው ፡ እጅ ፡ መንሻ ፡ ግን ፡ ከሰውየው ፡
ዘንድ ፡ (ከእማቱ) ይቅር ። ከዚያው ፡ ውለጥም ፡
አይስጥ ።

፱፻፵፯ መጅ ፡ ፱ ፡ ሚሰት ፡ ያገባ ፡ ሰው ፡ ቢኖር ፡ ከሴ
ቶችም ፡ ተረጎሞ ፡ ጉድላ ፡ ቢያገኛት ፡ ከፍጥ
ረቱ ፡ የተነሣ ፡ ለወንድ ፡ የማትመች ፡ ሥራዋ ፡
ልዩ ፡ ቢሆን ፡ ወደርሷ ፡ በመግባቱ ፡ በመጀመሪ
ያዎ ፡ ቀን ፡ እርሱ ፡ ይህን ፡ ቢናገር ፡ በማግስቱ ፡
ወይም ፡ በግልስቱ ፡ ሁኔታዋን ፡ ለካህኑ ፡ ቢነ
ግረው ፡ ራሱ ፡ ከዕዳ ፡ ነፃ ። እርግጡ ፡ በታወቀ ፡
ገዜ ፡ ኤሲስቆጶስ ፡ ሊለያቸው ፡ ውላቸውን ፡
ሊያረርሰላቸው ፡ ይገባዋል ። ለወንዱ ፡ እንዲያ
ገባ ፡ ይፍቀድለት ። ሴቷ ፡ ግን ፡ ትቀጣ ። ከማግ
ባትም ፡ ይከልከሏት ። እላዳጊዋንም ፡ ይቅጡት ፡
ብዙ ፡ ቀን ፡ ወደ ፡ ቤተ ፡ ክርስቲያን ፡ ከመግባት
ቀኅርባንንም ፡ ከመቀበል ፡ ይከልከሉት ።

፱፻፵፯ አውቆ ፡ ነውሯን ፡ ስውሮ ፡ ብዙ ፡ ቀን ፡ የሚያሳ
ፍር ፡ ሥራ ፡ በመሥራት ፡ ላይ ፡ የተደፋረረ ፡
ቢሆን ፡ ከዚህ ፡ በኋላ ፡ ጥፋቷ ፡ ቢታወቅ ፡ እር
ሱም ፡ ይቀጣ ። ራሱ ፡ የሚጠበቅ ፡ ከመሆኑ ፡
የተነሣ ፡ በንጽሕፍ ፡ መንገድ ፡ የሚታገሥ ፡
ቢሆን ፡ እግባ ፡ እያበሉት ። ካለበት ፡ ጠየቀ ፡
ወደ ፡ ሚራራ ፡ ኅፍረት ፡ ከመሄድ ፡ የተነሣ ፡
ከሚረራው ፡ ወገን ፡ በእርሱ ፡ ላይ ፡ ቢሆን ፡
እግባ ፡ ይበሉት ።

አንቀጽ ፡ ፳፱ ።

ሰለ ፡ ፵፬፻ ።

፱፻፵፪ ወለአመ ፡ ኮነ ፡ ልዩ ፡ እምኔሆሙ ፡ ዘያኅሱፍ ፡
 ጋኔን ፡ ወለዘንቱሰ ፡ ጃቱ ፡ ቃላት ። ቀዳሚ ፡ መጅ
 ዘጅቱ ፡ ወእመ ፡ ረከባ ፡ ለብእሲቱ ፡ እንዘ ፡ ይነ
 ጽሐ ፡ ጋኔን ፡ ወእመ ፡ ኮነ ፡ ዝንቱ ፡ ግብር ፡
 ሐዲሰ ፡ ድጎሪ ፡ በዊእታ ፡ ኅቤሁ ፡ ወነበሊሮታ ፡
 ምሰሊሁ ፡ መዋዕለ ፡ ነዋኅ ፡ ደለወ ፡ ላዕሊሁ ፡
 ዐዊሮታ ፡ ወተግግሦታ ። እሰመ ፡ ለውእ
 ቱኒ ፡ ለእመ ፡ ኮነ ፡ ቦቱ ፡ ከመዝ ፡ እምደ
 ለወ ፡ ላዕሊሦ ፡ ዐዊሮቱ ፡ ወተግግሦ ፡ ላዕሊሁ ፡
 ወእምኢያብሕዋ ፡ ላቲ ፡ ትታወሰብ ፡ ለካልእ ።
 ወለእመሰ ፡ ኮነ ፡ ላቲ ፡ ዝንቱ ፡ ግብር ፡ ወደ
 እቲ ፡ እንዘ ፡ ፍጎርት ፡ እምቅድመ ፡ በዊእታ ፡
 ኅቤሁ ፡ ወተኅብእ ፡ ግብራ ፡ እምኔሁ ፡ ወኢያእ
 መሪ ወፈቀደ ፡ ኅዲጎታ ፡ ለዶሠዐር ፡ ሎቱ ፡ ለእ
 ሙሰዐተ ፡ ካልእታ ፡ ወዶደሉ ፡ ላቲ ፡ ሕዓሃ ፡
 ወትሎታ ፡ ወነሱ ፡ ዘእምጽአት ፡ ሎቱ ፡ እም
 ቤተ ፡ እቡሃ ። ወለእመኒ ፡ እምጽአት ፡ ምሰ
 ሊሃ ፡ እምእንሰሳ ፡ ትንግእ ፡ ከያሆሙ ። ለዘኒ
 ግራጠ እምኔሆሙ ፡ ትንግእ ፡ ዓዲ እምኔሁ ፡
 እመ ፡ ሀለወ ፡ ወበዘሞተሰ ፡ አልዐቱ ፡ ዕዳ ፡ በላ
 ዕሊሁ ። ወእለሰ ፡ ተወልዱ ፡ እምነ ፡ እንሰሳ
 ወነሱ ፡ ዘረብኑ ፡ እምኔሆሙ ፡ ወእምፃሦ ፡
 ወነሱ ፡ ዘተወልዱ ፡ ውሉደ ፡ አግብርት ፡ ወእ
 እማት ፡ መንፈቱ ፡ ይኩን ፡ ላቲ ፡ ወካልእ ፡ መን
 ፈቱ ፡ ይኩን ፡ ለምታ ፡ መዘኒ ፡ ለእመ ፡ ፈቀደ ፡
 ሙእቱ ፡ ኅዲጎታ ። ወእመዐ ፡ ብእሲ ፡ ዘነን
 ማእከሊሁ ፡ ወማእከለ ፡ ብእሲቱ ፡ ፍልጠት
 በግብር ፡ እምእሉ ፡ ግብራት ፡ ወሰበ ፡ በልዘ
 ምንተኒ ፡ እምትሎታ ፡ ትንግእ ፡ ዘየንቱሁ
 ግራጠ ፡ በከመ ፡ እምሳሊሁ ። ወለእመሰ ፡ ኮነ
 ዘጸሐፈ ፡ ላቲ ፡ ምንተኒ ፡ እምንዋዩ ፡ እያደልሞ
 የሁብ ፡ ላቲ ፡ አላ ፡ ይኩን ፡ ሎቱ ።

፱፻፵፫ ወዳግማዊ ፡ መግ ፡ ጅወፀቱ ፡ ወእመሰ ፡ ኮነ ፡
 ሕማም ፡ ዘያወድቃ ፡ እኅዛ ፡ እምድጎሪ ፡ ምጽ
 አታ ፡ ኅቤሁ ፡ ወእምከመ ፡ ፈቀደ ፡ ኅዲጎታ ፡
 ትንግእ ፡ ሕዓሃ ፡ ወትሎታ ። ወለእመ ፡ ረከባ
 ዝኩ ፡ እምቅድመ ፡ ያውሰባ ፡ ወኢያእመሪ ፡
 ዘንቱ ፡ ምታ ፡ እመ ፡ ፈቀደ ፡ ተፈልጠታ ፡
 የሀባ ፡ ነሱ ፡ ትሎታ ። ወዘሰ ፡ ጸሐፈ ፡ ላቲ ፡
 ቦቱ ፡ እምነ ፡ ንዋይ ፡ ዘእሁ ፡ ሙእቱ ።

፱፻፵፬ ወለእመ ፡ እኅዛ ፡ ዘልጋሴ ፡ ለጸዱ ፡ እምኔሆሙ
 ፡ ጃኤ ፡ ፍናዋት ። ቀዳሚዋ ፡ መጅ ፡ ጅቱ ፡ ወለ
 እመ ፡ እኅዛ ፡ ዘልጋሴ ፡ ለጸዱ ፡ እምከልኤ

፱፻፵፭ ከእነርሱ ፡ አንዱን ፡ ጋኔን ፡ የሚሆለው ፡ ቢሆን ፡
 ለዚህ ፡ ሁለት ፡ ነገሮች ፡ አሉት ። መጅ ፡ ጅ ።
 ሚሰቱን ፡ ጋኔን ፡ ሲሆላት ፡ ቢያገኛት ፡ ይህ ፡
 ሥራ ፡ ወደ ፡ እርሱ ፡ ከመግባቱ ፡ ብዙ ፡ ቀንም ፡
 ከእርሱ ፡ ጋራ ፡ ከመኖሯ ፡ በኋላ ፡ አዲሰ ፡ ነገር ፡
 ቢሆን ፡ ሊረዳትና ፡ ሊታገግት ፡ በእርሱ ፡ ላይ ፡
 ተገባ ። ለእርሱም ፡ እንደዚህ ፡ ቢሆንዘት ፡ በእ
 ርሷም ፡ ላይ ፡ ልትረዳውና ፡ ልትታገግው ፡
 በተገባ ፡ ነበርና ። ለሌላም ፡ ሚሰት ፡ እንደት
 ሆን ፡ ባልፈቀዱላትም ፡ ነበርና ። ታግታ ፡ ሳለ ፡
 ወደ ፡ እርሱ ፡ ከመግባቱ ፡ በፊት ፡ ይህ ፡ ነገር ፡
 ያገኛት ፡ ቢሆን ፡ ግን ፡ ሥራዋ ፡ ከእርሱ ፡
 ተሰጠሮ ፡ ያላወቀም ፡ ቢሆን ፡ ሊፈታትም ፡
 ቢወድ ፡ ለላይቱን ፡ ለማግባት ፡ ሙሉ ፡ ይፍ
 ረሰለት ። ማሳዋና ፡ ትልወቷ ፡ ከአባቷ ፡
 ቤት ፡ ያመጣችለት ፡ ሁሉ ፡ ለእርሷ ፡ ይገባል ።
 ከከብት ፡ ወገን ፡ ከእርሷ ፡ ጋር ፡ ብታመጣም ፡
 እነርሱን ፡ ትሙሰድ ። ከእነርሱም ፡ ወገን ፡ የሽ
 ጠው ፡ ካለ ፡ ይገመኛ ፡ ከዋጋው ፡ ትውሰድ ።
 በሞተው ፡ ግን ፡ ዕዳ ፡ በእርሱ ፡ ላይ ፡ የለበትም ።
 ከእንሰሳም ፡ ወገን ፡ የተወለዱት ፡ ከእነርሱም ፡
 የረሱት ፡ ሁሉ ፡ ከጠጉራቸውም ፡ ከወንዶችና ፡
 ከሴቶች ፡ ባሮች ፡ የተወለዱት ፡ ልጆች ፡ ሁሉ ፡
 እኩሊታው ፡ ለእርሷ ፡ ሁለተኛው ፡ እኩሊታ ፡
 ለባላ ፡ ይሁን ። ይኸውም ፡ እርሱ ፡ ሊፈታት ፡
 ቢወድ ፡ ነው ። ከእነዚህ ፡ ሥራዎች ፡ የተነሣ ፡
 በሚሰቱና ፡ በእርሱ ፡ መካከል ፡ በግድ ፡ መለ
 ያዩት ፡ የሆነዘት ፡ ሰው ፡ ቢኖር ፡ ከትልወቷ ፡
 ምንም ፡ ቢበላ ፡ ስለእርሱ ፡ ፈንታ ፡ እንደመ
 ሰሉ ፡ ዋጋውን ፡ ትውሰድ ። ከገንዘቡ ፡ ምንም ፡
 የጻፈላት ፡ ቢሆን ፡ ግን ፡ ለእርሷ ፡ ሊሰጣት ፡
 አይገባውም ። ለእርሱ ፡ ይሁንላት ፡ እንጂ ።

፱፻፵፬ ሁለተኛው ፡ መግ ፡ ጅፀ ። የሚሆላት ፡ ሕማም ፡
 ወደእርሱ ፡ ከመምጣቱ ፡ በኋላ ፡ የያዘት ፡ ቢሆን
 ግን ፡ ሊፈታት ፡ ቢወድ ፡ ማሳዋናና ፡ ትልወ
 ቷን ፡ ትውሰድ ። ይህ ፡ ሳያገባት ፡ አስቀድሞ ፡
 ቢያገኛት ፡ ባሏ ፡ ይሆን ፡ ባያውቅ ፡ ሊፈታት ፡
 ቢወድ ፡ ትልወቷን ፡ ሁሉ ፡ ይሰጣት ። ከገንዘቡ
 ወገን ፡ ግን ፡ የጻፈላት ፡ ቢኖር ፡ የርሱ ፡ ነው ።

፱፻፵፭ ከእነርሱ ፡ አንዱን ፡ ደዋ ፡ ሥጋ ፡ ቢያዘው ፡
 ሁለት ፡ አሰተያየት ፡ አለው ። መጅመሪያው ፡
 መጅ ፡ ጅ ። ከተጋቡ ፡ በኋላ ፡ ከሁለቱ ፡ አንዱን ፡

አንቀጽ : ፳፬

ሰለ : ፬፻፱

ሆሙ : አምድጎረ : ተዋሰቡቶሙ : ወፈቀደ
፩ዱ : ከሙ : ይትፈለጥ : አምካልኤ : አኮነ
ዝንቱ : ብወሐ : ሎቱ :

፱፻፶፩ ወዳግግዋ : መከ : ጽወቸቱ : ወውእቱ : ዘዶ
ደሉ : ወዘእውሰበ : ብእሲተ : ወእምዝ : ኮነ :
ባቲ : ድጎረ : ተዋሰቡታ : ውስተ : ሥጋዓ
ደዋ : ዘከሙ : ዝልጋሲ : ወለምጽ : ወእመ
ውእቱ : ፈቀደ : ተፈልጦታ : ይደልዎ : ከሙ :
የሀባ : ነሱ : ትሎታ : ወሕዓሃ : ወለእመ :
ኢፈቀደ : ተፈልጦታ : ብወሐ : ሎቱ : አን
ብሮታ : በተሰናእዎ : ከሙ : የዘባ : ላቲ :
ሲሳያ : በእምጣነ : ከሂሎቱ : እምንዋዩ :
እሰመ : ዘኮነ : ላሰላሃ : አኮነ : በፈቃዳ : ወእ
በፈቃዳ :

፱፻፶፪ ጠሰ : ሸወ፩ዱ : ወንኤዝዝ : አብጥሎተ : ተዋ
ሰብ : ለዘሀሎ : ውስተ : አሥረት : ወባሕቱ :
እሰከ : ይትወወቅ : ብእሲ : ወብእሲት : የሀልዉ
ወንሕነ : ነጎድግ : ተደምሮ : እሰከ : ፍጽሚሃ :
ወእይኩነ : ተዋሰቦ : ዳግግዋ : እ : ለእንሰት :
ወእ : ለእደው : ወእመ : ተንበሎ : ይገሥጽ
ዎሙ : ለብእሲኒ : ይንሥኡ : እምኒሁ : እምጋ :
ዘእምቅድመ : መርዓ : ወለብእሲትኒ : ይንሥኡ :
እምኔሃ : ሕዓሃ : ወትሎታ : ወእመሰ : ኮነ : በጎ
ቡእ : ለእመ : በነ : ሀለው : ብእሲ : በሕደውቱ
ዘእኑዝ : በእደ : ጸላኢሁ : እው : እልቦ :
ደእተ : ገዜ : ይደልዎ : ለብእሲ : እው : ለብእ
ሲት : ከሙ : ይትግገሙ : ጅተ : ዓመተ : ወእ
ምድጎረ : ዝንቱ : ለእመ : ተጠየቀ : ግብረ
ሞቱ : እው : ርጎቀቱ : ወተጎብእ : ይደሉ :
አንከ : እስተዋሰቦ : ዘእንበለ : ፍርሃት : ይት
በወቅ : ድልው : አውሰቦ : ለእመ : አስተርእየ
እምድጎረ : ወእቱ : ግብረ : ተወፍዮት : እው :
ተሰወረ :

፱፻፶፫ ዘሸወ፩ቱ : ወለእመ : ኮነ : ብእሲሁ : እምሐራ :
ንጉሥ : ንሕነ : ንኤዝዝ : ከሙ : ይጽንሐ :
መጠነ : ጅቱ : ዓመታት : ዘደከውን : ባቲ :
ዘሚት : ወዶትግገሃ : እንስተያየሙ : ወለ
እመ : አመጽእ : ንበደሆን : እምንበደሆሙ
ክታብ : ወእበጸሐ : ንበደሆን : ዘና : ወለእመ
ሰምቦት : እሐቱ : እምኒሆን : ከሙ : ምታ
ሞተ : እይደልወነ : ናብሕ : ላቲ : ከሙ : ታው
ሰብ : ዘእንበለ : ትጠይቅ : ለሊሃ : እው : ወላዶ :
ደኒሃ : እው : ካልእኒየሙ : ንበ : መኳንንት :

ደዋ : ሥጋ : በይዘው : እንዱ : ከሁለተኛው :
ሊለዩ : በወድ : ይዘ : ሰእርሱ : የተፈቀደ :
አይደለም :

፱፻፶፬ ሁለተኛውም : መከ : ጸፂ : ይዘም : የሚገባ :
ነው : ሚስት : ያገባ : ሰው : ከመጋባቷ : በኋላ :
በሥጋዋ : ውስጥ : ደዋ : በይደርባት : ይኸውም :
እንደ : ደዋ : ሥጋ : እንደ : ለምጽ : ያለ :
ነው : እርሱ : ሊፈታት : በወድ : ትልውቷ
ንና : ማጫዋን : ሁሉ : ሊሰጣት : ይገባዋል :
ሊለዩት : ባይወድም : በተቻለው : መጠን :
ምግባን : ከገንዘቡ : እንዲሰጣት : በመስማማት
ሊያፍራት : ይገባዋል : በእርሷ : ላይ : የሆ
ነው : በፈቃዷ : ወይም : በፈቃዱ : አልሆነ
ምና :

፱፻፶፭ ጠሰ : ሸ፩ : በእሥራት : ሳለ : ሰው : የጋብቻን :
መፍረስ : እናገባለን : ነገር : ሆነ : እስኪታወቅ
ድረስ : ባልና : ሚስት : ይኑሩ : (ይጠብቁ) :
እስከ : መጨረሻዋ : ድረስ : መገናኘትን : እኛ :
እንከለክላለን : ለሴቶችም : ለወንዶችም : ሁለ
ተኛ : ጋብቻ : አይገባም : በይፋፈሩ : ሆነ :
ይቅጣቸው : ከወንዱ : ከሠርግ : እስቀደሞ :
የመጣውን : እኛ : መንሻ : ይውሰዱ : ከሰ
ቷም : ማጫዋንና : ትልውቷን : ይውሰዱ :
በሰውር : በሆነ : በጠላቱ : እኛ : የተያዘው
ሰው : በሕይወቱ : በኖሮ : ወይም : ያንገዘ
ባይኖር : ለወንድ : ወይም : ለሴት : እምሰት
ዓመት : ሊታገሙ : ይገባቸዋል : ከዚህ :
በኋላ : የሞቱ : ነገር : (ዘና) : ወይም : ርቆ
መሄዱ : በታወቅም : ባይታወቅም : እንግዲህ
ያለ : ፍርሃት : ማጋባት : ይገባል : ከዚህ
ከመቀበል : ሥራ : በኋላ : በገለጽም : በሠው
ርም : ማግባት : እንዲገባ : ይታወቃል :

፱፻፶፮ ሸ፩ : ሰውየው : ከገንገሥ : ጭፍራ : ወገን :
በሆነ : ዘመቻ : የሚሆንባትን : ሁለት : በመት :
ያህል : ይጠብቁ : ዘንድ : እኛ : እናገባለን :
ሚስቶቻቸውም : ይታገሙ : ከባሎቻቸው :
ዘንድ : ወደእነርሱ : ደብዳቤ : ባይመጣ :
ወራም : ባይደርሳቸው : ከእነርሱ : እንዲቱ :
ባላ : እንደሞተ : ብትሰማ : እርሷ : ሳትረዳ :
ወይም : ወላጆቿ : ወይም : ለሌሎች : ባላ :
ማገልገልን : ከሚያገለግላቸው : ከመኳንንቱ :
ዘንድ : ስለ : ወራው : እርግጠኛ : ሳትጠይቅ :

መልእክተ ፡ እንተ ፡ ኮነ ፡ ይተለእኮም ፡ ምታ ፡
 ወትስአሎም ፡ በእንተ ፡ ጥያቄ ፡ ዜናሁ ።
 ወእመ ፡ ሞተ ፡ ይኩን ፡ ወንጌል ፡ ቅዱስ ፡ በቅ
 ድሚሆም ፡ ኅቡረ ፡ ለስምዕ ፡ ወእምድጎረ ፡
 ጸንዐ ፡ ጥያቄሁ ፡ ትንሣእ ፡ ብእሲት ፡ መጽሐፈ ፡
 መባሕት ፡ በዘይትዐወቁ ፡ ቦቱ ፡ ስማዕታት ፡
 ላቲ ፡ ወእምድጎረዝ ፡ ትትወገሥ ፡ ልደ ፡ ዓመተ ፡
 ወእምዝ ፡ ይይልዎ ፡ ከመ ፡ ትትወሰብ ፡ ተዋ
 ስቦ ፡ ሕጋዊ ፡ ወእመሰ ፡ ተንበለት ፡ ወተዐደ
 ወት ፡ ዘንተ ፡ ይእቲኒ ፡ ወዘያወለባ ፡ ይትገሠጹ ፡
 ከመ ፡ ተግሣጸ ፡ ዘማውያን ። ወስማዕታት ፡
 ጥያቄ ፡ ለእመ ፡ ኮኑ ፡ ስምዐ ፡ በሐስት ፡ ይደቁ ፡
 እመዓርጊሆም ፡ ወየሀቡ ፡ ሺተ ፡ ልጥረ ፡ ወርቅ ፡
 ወይኩን ፡ ለዘሐሰዉ ፡ በእንተ ፡ ሞቱ ። ወእ
 ምዝ ፡ ይይልዎ ፡ ለውእቱ ፡ ብእሲ ፡ ከመ ፡ ይግ
 በር ፡ ዘጎረዮ ፡ እመ ፡ ይፈቅድ ፡ ትትመዮ፣
 ኅቤሁ ፡ ይንሣእ ፡ ብእሲቶ ።

፱፻፶፬

ወሣልስኒ ፡ ይትከፈል ፡ ኅበ ፡ ቺቱ ፡ ከፍላት ፡
 ቀዳሚ ፡ በእንተ ፡ ዝመታ ፡ ለብእሲት ። ጠስ ፡
 ዘጀወፅዱ ፡ ወለእመ ፡ አእመረ ፡ ብእሲ ፡ ከመ ፡
 ውእቱ ፡ ይትከሰሎ ፡ ከመ ፡ ያቅም ፡ ለምዐ ፡
 ጥያቄ ፡ ምስለ ፡ ብእሲቱ ፡ ከመ ፡ ይእቲ ፡ ዘመ
 ወት ፡ ይይልዎ ፡ ቅድመ ፡ ከመ ፡ ያቅም ፡ ዘንተ ፡
 እሚሃ ፡ ይይልዎ ፡ ኅዲጎታ ። ወይንሣእ ፡ ብእሲ
 ሕዌሃ ፡ መጠነ ፡ ካዕበት ፡ ምስለ ፡ አምኃ ፡ ዘቀ
 ደመ ፡ ለመርዓ ። ወለእመ ፡ አልቦቱ ፡ ውሉድ ፡
 ይንሣእ ፡ እምንዋዩ ፡ ብእሲት ፡ መጠነ ፡ ቺቱ ፡
 እድ ፡ እምትሎታ ። ወለእመሰ ፡ ቦቱ ፡ ውሉድ ፡
 እምኔሃ ፡ ለይኩን ፡ ትሎታ ፡ ወዘተርፈ ፡ ንዋያ ፡
 ዕቁብ ፡ ለሙሉዳ ። ወእምድጎረዝ ፡ ሶበ ፡ ተከ
 ሥተ ፡ ግብረ ፡ ዝመት ፡ በላዕሊሃ ፡ ይትኩነኑ ፡
 ውእቱ ፡ ወይእቲ ፡ ኅቡረ ፡ ወለዘማዊኒ ፡ ዘዘ
 መወ ፡ በብእሲቱ ፡ ይንሥእ ፡ እምኔሁ ፡ መጠነ
 ትሎት ፡ ዘወሀባ ፡ ተዳሚ ፡ በጊዜ ፡ መርዓ ።
 ወለእመ ፡ ቦቱ ፡ ካዕበ ፡ ብእሲት ፡ ለዘማዊ ፡ ለት
 ንሣእ ፡ ሕዳሃ ፡ ምስለ ፡ አምኃ ፡ ዘእምቅድመ ፡
 መርዓ ፡ ወእመኒ ፡ ዘየ ፡ ሀለዉ ፡ ውሉድ ፡ ኢይ
 ኩን ፡ ለብእሲ ፡ ዘእንበለ ፡ ተግባረ ፡ ዜአሁ ፡
 ወንዋይሰ ፡ የሀሉ ፡ በተዐቅቦ ፡ ለውሉዶም ።
 ወዘሀሎ ፡ ለብእሲ ፡ እምድጎረ ፡ ዝንቱ ፡ እምነ ፡
 ጥሪት ፡ ንሕነ ፡ ንሁቦም ፡ ለውሉድ ፡ ወእም
 ኃስ ፡ ዘእምቅድመ ፡ መርዓ ፡ ንኤዝዝ ፡ ከመ ፡
 ይኩን ፡ ለብእሲት ፡ ለእመ ፡ እሀለዉ ፡ ውሉድ ፡
 ወተረፈ ፡ ጥሪቱ ፡ ይኩን ፡ በማእከል ።

፱፻፶፬

እንድታገባ ፡ ልናስናብታት ፡ አይገባንም ።
 ቢሞትም ፡ ቅዱስ ፡ ወንጌል ፡ ለምስክርነት ፡
 በፈታቸው ፡ ይኑር ። እርግጠኛነቱ ፡ ከታወቀ ፡
 በኋላ ፡ ሴትዋዋ ፡ ለእርሷ ፡ የመለከሩላት ፡ ምስ
 ከሮች ፡ በሚታወቁበት ፡ ገንዘብ ፡ የሰንብት ፡
 ይብዳቤ ፡ ትቀበል ። ከዚህ ፡ በኋላ ፡ አንድ ፡
 ዓመት ፡ ትታገሥ ። ከዚያም ፡ በኋላ ፡ ሕጋዊ ፡
 ጋብቻ ፡ ልታገባ ፡ ይገባታል ። ይህን ፡ ብትደፋ
 ፈርና ፡ ብትተላለፍ ፡ ግን ፡ እርሷም ፡ የሚያገባ
 ትም ፡ እንደ ፡ ዘማውያን ፡ ቅጣት ፡ ይቀጡ ።
 ያስረዱትም ፡ ምስክሮች ፡ በሐስት ፡ የመለከሩ ፡
 ቢሆኑ ፡ ከመዓርጋቸው ፡ ይዋረዱ ። ሺ ፡ ወቁት ፡
 ወርቅ ፡ ይለጡ ። በሞቱ ፡ ምክንያት ፡ ለዋሹ
 በት ፡ ሰው ፡ ይሁን ። ከዚህ ፡ በኋላ ፡ ለዚያ ፡
 ሰው ፡ የመረጠውን ፡ ሊያደርግ ፡ ይገባዋል ።
 ወደእርሱ ፡ ልትመለስ ፡ ቢወድ ፡ ሚሉቲን ፡
 ይውሰድ ።

ጀኛውም ፡ ከሦስት ፡ ከፍል ፡ ይከፈላል ። መጀ
 መሪያው ፡ ስለሴት ፡ ዝመት ፡ ይናገራል ። ጠስ ፡
 ሺ፩ ። እርሷ ፡ እንደሰሰንች ፡ ከሚሰቱ ፡ ጋራ ፡
 የማስረጃ ፡ ምስክር ፡ ያቆም ፡ ዘንድ ፡ እንደሚቻ
 ለው ፡ በያውቅ ፡ አስቀድሞ ፡ ይዘን ፡ ሊወሰን ፡
 ይገባዋል ። ያንጊዜ ፡ ለፈታት ፡ ይገባዋል ።
 ባል ፡ ማሳዋን ፡ ለሠርግ ፡ ከቀደመው ፡ እጅ ፡
 መንሻ ፡ ጋራ ፡ በእጠፈታ ፡ ይውሰድ ። ልጅ ፡
 ባይኖረው ፡ ከሴት ፡ ገንዘብ ፡ ወገን ፡ ከትል
 ወቷ ፡ ቺ ፡ እጅ ፡ ያህል ፡ ይውሰድ ። ከእርሷ ፡
 ልጆች ፡ በኖሩት ፡ ግን ፡ ትልወቷና ፡ የተረ ፡
 ገንዘቧ ፡ ለልጆቿ ፡ የተጠበቀ ፡ ይሁን ። ከዚህ ፡
 በኋላ ፡ በእርሷ ፡ ላይ ፡ የዘመት ፡ ሥራ ፡ በገ
 ለጥ ፡ እርሱም ፡ እርሷም ፡ በእንድነት ፡ ይቀጡ ።
 በፈታት ፡ ሚሰቱ ፡ ሲሰሰን ፡ የተገኘ ፡ እመንዝ
 ራም ፡ በሠርግ ፡ ጊዜ ፡ አስቀድሞ ፡ በስጣት ፡
 ትልወት ፡ ልዝ ፡ ከእርሱ ፡ ይውሰዱ ። ዳግመ
 ኛም ፡ ለእመንዝራው ፡ ሰው ፡ ሚሰት ፡ ብትኖ
 ረው ፡ ከሠርግ ፡ በፈት ፡ ከተሰጠው ፡ እጅ ፡
 መንሻ ፡ ጋራ ፡ ማሳዋን ፡ ትውሰድ ። ከዚያ ፡
 ልጆች ፡ በኖሩት ፡ ከሥራው ፡ (ሠርቶ ፡ ካገኘው)
 በቀር ፡ ለእርሱ ፡ አይሁን ። ገንዘቡ ፡ ግን ፡ ለል
 ጆች ፡ ተጠብቆ ፡ ይኑር ። ከዚህ ፡ በኋላ ፡ ለሰው
 የው ፡ ከገንዘብ ፡ ወገን ፡ ያለውን ፡ እኛ ፡ ለልጆ
 ች ፡ እንሰጣለን ። ከሠርግ ፡ የቀደመው ፡ እጅ ፡
 መንሻ ፡ ግን ፡ ልጆች ፡ ከሌላ ፡ ለሴቷ ፡ እንዲ

፱፻፶፭ ወዳግምስ፡ ዘይደሉ፡ በአንተ፡ ዘግግጥ፡ ብእሲት ። ጠስ፡ ፲ወ፳፮፡ ወከግሁ፡ ሰአመ፡ ስትየት፡ ብእሲት፡ ዘእንበሰ፡ ምክረ፡ ምታ፡ ምስሰ፡ ብአሲ፡ ካልእ፡ አው፡ ተሐፅበት፡ አው፡ ስሐቀት፡ አው፡ ሐረት፡ ኅበ፡ መካነ፡ አሥግዢ፡ ወጉባኤ፡ አንዘ፡ ኢሀሉ፡ ምታ፡ አምነ፡ ዝንቱ ። አው፡ ኅደረት፡ አፍእ፡ እምቤታ፡ ኅበ፡ ካልእ፡ ቤት፡ ለእመ፡ ኢኮነ፡ በይቶታ፡ ውስተ፡ ቤተ፡ አቡሃ፡ ወሰእመኒ፡ አልባቲ፡ እብ፡ ወኮነ፡ ዝንቱ፡ ምክንያተ፡ ኅዲርታ፡ በአፍአ ። ወበዘይከውን፡ ከዋኔ፡ ዝንቱ፡ ሥርዓተ፡ ተዋሰቦታት፡ አሰ፡ ውጉዛት፡ ውስተአከፋል፡ ቀዳማውያን ። ረስጣ፡ ፲ወ፱ቱ፡ ዘእንበሰ፡ ፩ቱ፡ ወ፮ቱ፡ ወናሁ፡ ሀሉ፡ ውስተ፡ ካልእ፡ እምውእቱ፡ ጉልቂ፡ ቀናና፡ ወያእቲ፡ ረስጣ፡ ዘ፲ወ፮ቱ፡ ቀጠጅ፡ ዘ፱ቱ፡ በስ፡ ጳወጅቱ፡ ዘ፵ወ፱ቱ፡ ወዘተርፈሂ፡ ዘተአምረ፡ በዘከር፡ በተባዕት፡ ይትጉሰቶ፡ ላዕለ፡ ዘተዐውቀ፡ አስመ፡ ውእቱ፡ ዘከግሁ ።

፱፻፶፮ ወግልስ፡ በእንተ፡ ሰበ፡ ፈተደ፡ ስፊ፡ እምኔሆሙ፡ እማሰናተ፡ ሕይወተ፡ ካልኡ፡ ወእማሰናተ፡ ንጽሐ፡ ለብእሲት ። ጠስ፡ ፲ወ፳፮፡ ወእመ፡ ብእሲት፡ መክረት፡ ለአገጉሎ፡ ሕይወተ፡ ምታ፡ በምንትኒ፡ ኅጽ፡ እምገጸት፡ አው፡ አእመረት፡ ከመ፡ ካልአን፡ ይጽሕቱ፡ በዝንቱ፡ ወኢከሠተት፡ ሎቱ ። ኒቅያ፡ ሃወጅቱ፡ ወዘለውሰበ፡ ብእሲተ፡ ወኮነ፡ ማእከሊው፡ ወማእከለ፡ ብእሲቱ፡ አከይ፡ አው፡ ምክንያት፡ አምክንያታት፡ ወኮነት፡ ይእቲ፡ በማሂተ፡ ሎቱ፡ ይትገገሥ፡ ኪያሃ፡ ወይምሐካ፡ ሳቲ፡ አስከ፡ ትትመየጥ፡ እምግብራ፡ ኅበ፡ ሠናያት ። ወለእመ፡ ኢተከሰሰ፡ በዝንቱ፡ ወተወሰከ፡ ግብራ፡ ላዕሊው፡ ያብጽሐ፡ ኅበ፡ ቀሰስ፡ ዐቢይ፡ አምቀሲሳን፡ ወይኩን፡ ቦራቱ፡ ማእከሊሆሙ፡ ወሰእመ፡ እበየት፡ ኪያህ፡ ሰይፍ፡ ታሕ፡ ማእከሊሆሙ፡ ኤጲስቆጶስ ። ወለእመ፡ ኢተእከዘት፡ ሎቱኒ፡ ወጉየት፡ እምታ፡ ወያግብእ፡ ካዕበ፡ ወእመስ፡ ጸንዐት፡ ወእሰምሀት፡ ቃሎ፡ ለገበእ፡ ወይንግፍ፡ እግአኒው፡ ኤጲስቆጶስ፡ ወጸበለ፡ አንሪው፡ ውስተ፡ ይደሃ ። ወብወሕ፡ ለብእሲሃ፡ ከመ፡ ይግበር፡ ዘእፍ

፱፻፶፭ ሁሰተኛውም፡ ስለአመንዝራዪቱ፡ ሴት፡ የሚገባውን፡ ያናገራል ። ጠስ፡ ፲፩ ። እንደዚሁም፡ ሴት፡ ያለባልዋ፡ ፈቃድ፡ ከሌላ፡ ሰው፡ ጋራ፡ ብትጠጣ፡ ወይም፡ ፍል፡ ውሀ፡ ብትታጠብ፡ ወይም፡ ብትሰቅ፡ ወይም፡ ወይማጥመጅያና፡ ወይስብስባ፡ ቦታ፡ ከዚያ፡ ባሏ፡ ሳይኖር፡ ብቻሄድ፡ ወይም፡ ከበቲ፡ ውጭ፡ በሌላ፡ ቤት፡ ብታድር፡ ማደራም፡ በእባቷ፡ ቤት፡ ባይታየን፡ አባት፡ ባይኖራትም፡ በውጭ፡ የማደራ፡ ምክንያት፡ ያብ፡ ቢሆን፡ የዚህ፡ ሁኔታ፡ በመጀመሪያዎቹ፡ ከፍለሾች፡ ውስጥ፡ በተከሰከሱት፡ የጋብቻዎች፡ ሥርዐት፡ በሚሆን፡ ገንዘብ፡ ነው ። ረስጣ፡ ፲፬ ። ከጅኛውና፡ ከጸኛው፡ በቀርአነሆ፡ ከዚህ፡ መጽሐፍ፡ ወጥቶ፡ በሌላ፡ ውስጥ፡ አሰ፡ ይነኛውም፡ ረስጣ፡ ፲፮ ። ቀጠጅ፡ ፪ ። በስ፡ ጳጅ ። ፵፬፡ ነው ። በወንድ፡ ላይ፡ በመነገር፡ ታውቆ፡ የተረውም፡ በታወተው፡ ላይ፡ ይቆጠራል ። አርሱ፡ አንደ፡ አርሱ፡ ነውና ።

፱፻፶፮ ፲ኛውም፡ ከእነርሱ፡ እንደ፡ ያንዱን፡ ሕይወት፡ ሊያጠፋ፡ የሚሰተንም፡ ንጽሕፍ፡ ሊያላድፍ፡ በወይይ፡ ጊዜ፡ ስለሚሆነው፡ ያናገራል ። ጠስ፡ ፲፩ ። ሚስት፡ ከሥራ፡ በማናቸውም፡ ሥራ፡ የባሏን፡ ሕይወት፡ ለማጥፋት፡ ብትመክር፡ ወይም፡ ሌሎች፡ ሲመክሩ፡ አውቃ፡ ባትገልጽለት፡ ነው ። ኒቅያ፡ ሃ፩ ። ሚስት፡ ያገባ፡ ሰው፡ በእርሱና፡ በሚስቱ፡ መካከል፡ ዐብ፡ ከርከር፡ ቢኖር፡ ወይም፡ ከምክንያቶች፡ ወገን፡ ምክንያት፡ ቢኖር፡ እርሱን፡ የምትበድሰው፡ ብትሆን፡ ከክፉ፡ ሥራዋ፡ ወደበጎ፡ ሥራ፡ አስክትመለስ፡ ድረስ፡ ይታገሳት፡ ይራራላት ። በዚህ፡ ባይቻል፡ ክፋቷ፡ በዚያው፡ ላይ፡ ቢሄደው፡ ከቀሳውስት፡ ወገን፡ ወይትልቁ፡ ቁስ፡ ያደርሳት ። በመካከላቸውም፡ አስታራቂ፡ ይሁን ። እርሱን፡ አንቢ፡ ብትል፡ ኤጲስቆጶስ፡ በመካከላቸው፡ ያፍረድ ። ለእርሱም፡ ባትታዘዝ፡ ከባሏም፡ ብትሸሽ፡ ዳግመኛ፡ ይመልሳት ። ብትሆና፡ ግን፡ ለመመለስምቃሉን፡ ባትሰማ፡ ኤጲስቆጶስ፡ ከደጅዋ፡ ሚማውንና፡ የእግሩን፡ ትቢያ፡ ያራግፍ ። ለባሏ፡ የወይይውን፡ ሊያደርግ፡ ሥልጣን፡ አለው ።

እንቀጽ ፡ ፳፱ ።

ባለ ፡ ፶፻፱ ።

ቀረ ፡ እመኔ ፡ ፈቀደ ፡ አውስቦ ፡ ለደውስብ ፡
ወለእመ ፡ ፈተወ ፡ ከመ ፡ ይንበር ፡ ላዕለ ፡
ግብሩ ፡ ወለእመ ፡ ኮነ ፡ ሎቲ ፡ ትሶግሥት ፡ ይን
በር ፡ ወእመ ፡ ኮነ ፡ ሠናዩ ፡ ይመንኮስ ።

፱፻፶፯ ወለእመ ፡ ተባውቀ ፡ እምግብሩ ፡ ከመ ፡ ለሊሁ ፡
ገፋዲሃ ፡ ውእቲ ፡ ላቲ ፡ ወጸላእሃ ፡ ወደፈቅድ ፡
አቅሞተ ፡ እከዬ ፡ ላዕሌሃ ፡ ከመ ፡ ይትፈለግ ፡
ኢዬትወከፍ ፡ እምኔሁ ፡ ዘንተ ፡ እላ ፡ ያገብ
ርዎ ፡ ከመ ፡ ይንበር ፡ ምስሌሃ ። ወለእመ ፡
አበዩ ፡ ውእቲ ፡ ወአፍቀረ ፡ ተፈልገዎታ ፡ እማ
ኅደሩ ፡ ይትከላእ ፡ እምቀሩሳን ፡ ወእምበዊእ ፡
ቤተ ፡ ክርስቲያን ።

፱፻፶፰ ሥርዋጽ ፡ ፳፪ ። ዝንቲ ፡ ዘእተአዘዘ ፡ ቦቲ ፡
በውስተ ፡ ቤተ ፡ ክርስቲያን ፡ ወነበረ ፡ ከመ ፡
ይትዘወቅ ፡ ባሕቲቲ ።

፱፻፶፱ ጠስ ፡ ፲፬፩። ወምክንያትስ ፡ ዘይደልዎ ፡ ለብ
እሲት ፡ እምክንያት ፡ ከሙት ፡ ከመ ፡ ትሃእ ፡
እምበተ ፡ ምታ ፡ ወዘይመስሎ ፡ ለዝንቲ ፡
ሰእመ ፡ ተንገለወ ፡ ብእሲ ፡ ሰእማሰኛ ፡ ሕይ
ውተ ፡ ብእሲቲ ፡ በምንትኒ ፡ ገጽ ፡ እምገጸት ፡
አው ፡ ካልአን ፡ መከሩ ፡ ዘንተ ፡ ላዕሌሃ ፡ ወአእ
መርሙ ፡ ወአገገራ ። እው ፡ እመኔ ፡ ተንገለወ ፡
ላዕለ ፡ ንጽሐ ፡ ዜእሃ ፡ ወመጠዎ ፡ ለዘይዘመ ፡
ባቲ ፡ ወለእመ ፡ ኮነ ፡ ሰምዐ ፡ ላዕሌሁ ፡ ከመ ፡
ውእቲ ፡ አስተጽንዐ ፡ ላዕሌሃ ፡ ዘሙተ ፡ ወእቲ
ከዘሎ ፡ ከመ ፡ ይግበር ፡ ዘንተ ፡ በገሃድ ፡ ናሁ ፡
ተብውሐ ፡ ላቲ ፡ በባቲ ፡ ምክንያት ፡ ከመ ፡ ትት
ፈለግ ፡ እምኔሁ ፡ ወትንግእ ፡ ትሎታ ፡ ወይወ
ሰክዎ ፡ እምኔሃ ፡ ዘቀደመ ፡ እመርዓ ።

፱፻፷፩ ሥርዋጽ ፡ ፳፬፩ ። ዝንቲስ ፡ ዘእይገብርዎ ፡
ሎቲ ፡ ወትንግእ ፡ ካዕዘ ፡ እምገራቲ ፡ ዙተርፈ ።
ወለእመ ፡ እልባቲ ፡ ውሎድ ፡ በእምባን ፡ ግል
ሰተ ፡ እደሃ ፡ ለእምኔ ፡ ዘቀደመት ፡ እመርዓ ፡
ወእመስ ፡ ባቲ ፡ ውሎድ ፡ እምኔሁ ፡ ንሕነ ፡ ንኤ
ዝዘ ፡ ከመ ፡ ይትቦተብ ፡ ነሎ ፡ ንዋዩ ፡ ለውሎ
ዶሙ ፡ እምኔ ፡ ዙተርፈ ፡ ወዘእዘዘነ ፡ ነግእ ፡
እምኔ ፡ ዘቀደመት ፡ እመርዓ ።

፱፻፷፩ ሥርዋጽ ፡ ፳፬፩ ። ዝንቲስ ፡ ዘእይገብርዎ ፡
ሎቲ ፡ ወትንግእ ፡ ካዕዘ ፡ እምገራቲ ፡ ዙተርፈ ።
ወለእመ ፡ እልባቲ ፡ ውሎድ ፡ በእምባን ፡ ግል
ሰተ ፡ እደሃ ፡ ለእምኔ ፡ ዘቀደመት ፡ እመርዓ ፡
ወእመስ ፡ ባቲ ፡ ውሎድ ፡ እምኔሁ ፡ ንሕነ ፡ ንኤ
ዝዘ ፡ ከመ ፡ ይትቦተብ ፡ ነሎ ፡ ንዋዩ ፡ ለውሎ
ዶሙ ፡ እምኔ ፡ ዙተርፈ ፡ ወዘእዘዘነ ፡ ነግእ ፡
እምኔ ፡ ዘቀደመት ፡ እመርዓ ።

ሊያገባ ፡ ቢወድ ፡ ያግባ ፡ ዘነፃነት ፡ ሊኖር ፡
ቢወድ ፡ ትእግሥትም ፡ ቢኖረው ፡ ይኑር ።
መልካም ፡ ከዮንም ፡ ይመንኮስ ።

፱፻፶፯ ከሥራው ፡ የተነግ ፡ እርሱ ፡ እርሱን ፡ የሚበድ
ላት ፡ ጠላቲ ፡ እንደዮን ፡ ቢታወቅ ፡ ከእርሷም ፡
ዶለዶ ፡ ዘንድ ፡ በእርሷ ፡ ላይ ፡ ከፋት ፡ ማድረግ ፡
ን ፡ ቢወድ ፡ ይህን ፡ በእርሱ ፡ አይቀበሉ ። ከእ
ርሷ ፡ ጋራ ፡ እንዲኖር ፡ ግድ ፡ ይበሉት ፡ እንጂ ።
እርሱ ፡ ከቤቲ ፡ እንድትወጣለት ፡ ወዶ ፡ እንዘ ፡
ቤል ፡ ከቀሩባንና ፡ ወደቤተ ፡ ክርስቲያን ፡
ከመግባት ፡ ይከልከል ።

፱፻፶፰ ሥርዋጽ ፡ ፳፪ ። ይህ ፡ በቤተ ፡ ክርስቲያናትን ፡
ውስጥ ፡ ያልታዘዘበት ፡ ነው ። ይታወቅ ፡
ዘንድ ፡ ብቻ ፡ ተጸፈ ፡ እንጂ ።

፱፻፶፱ ጠስ ፡ ፲፬፩ ። ከባላ ፡ ቤት ፡ ትወጣ ፡ ዘንድ ፡ ይህ
ንም ፡ የመሰለውን ፡ ታደርግ ፡ ዘንድ ፡ ከታወቀ ፡
ምክንያት ፡ ወገን ፡ ከሌት ፡ የሚገባት ፡ ምክን
ያትስ ፡ ከሥራ ፡ በማናቸውም ፡ ሥራ ፡ ባለ ፡
የሚሰቱን ፡ ሕይወት ፡ ለማጥፋት ፡ ቢተነኮል ፡
ነው ። ወይም ፡ ሌሎች ፡ ይዘን ፡ በእርሷ ፡ ላይ ፡
እንደመከሩ ፡ አውቆ ፡ ባይነግራት ፡ ወይም ፡
ዘንጽሕናዎ ፡ ላይ ፡ ተተንኮሎ ፡ ዝሙት ፡ ለሚ
ወራዛት ፡ ሰው ፡ እሳልፎ ፡ ቢሰጣት ፡ ነው ።
እርሱ ፡ በእርሷ ፡ ላይ ፡ ዝሙትን ፡ እንዳጸናባት ፡
በእርሱ ፡ ላይ ፡ ቢመሰክሩ ፡ ይህን ፡ በግልጽ ፡
ሊያደርግ ፡ ባይቻለው ፡ እነሆ ፡ በዚች ፡ ምክን
ያት ፡ ከእርሱ ፡ ትሰይ ፡ ዘንድ ፡ ተፈቀደላት ።
ትልወቷንም ፡ ትውስድ ። ከሠርግ ፡ የቀደመ ፡
እጅ ፡ መንሻውንም ፡ ይጨምሩላት ።

፱፻፷፩ ሥርዋጽ ፡ ፳፬፩ ። ይህስ ፡ የማያደርጉት ፡ ነው ።
ዳግመኛ ፡ ከቀረው ፡ ገንዘብ ፡ ትውስድ ። ልጅ ፡
ባይኖራት ፡ ከሠርግ ፡ ከቀደመው ፡ እጅ ፡ መንሻ
ዎሱቲን ፡ እጅ ፡ ይህል ፡ ትውስድ ። ከእርሱ ፡
ልጆች ፡ ቢኖሯት ፡ ግን ፡ ከቀረውና ፡ ከሠርግ ፡
ከቀደመችው ፡ እጅ ፡ መንሻ ፡ እንድትወስድ ፡
ከዘዘነው ፡ ገንዘብ ፡ ሁሉ ፡ ለልጆቻቸው ፡ ይጠ
በቅ ፡ ዘንድ ፡ እኛ ፡ እናዘዛለን ።

፱፻፷፩ ሥርዋጽ ፡ ፳፬፩ ። ከባላ ፡ ያልቅ ፡ የሴት ፡ የዘመ
ቷ ፡ ትጣት ፡ ሊጸና ፡ ይገባል ። ይህም ፡ የተደ
ረገ ፡ ሴት ፡ ከእርሱ ፡ ትሰይ ፡ ዘንድ ፡ ስለማይ
ገባ ፡ የወንድ ፡ ዝሙት ፡ ይህ ፡ ነውና ። የሕግ ፡
ብዙ ፡ ፍላጎቲ ፡ በስምች ፡ ላይ ፡ ዘየራሳቸው ፡

ኅመሣሁ ፡ ሰሕግ ፡ ከመ ፡ ያእትት ፡ ስጸበ ፡ ዘይ
 መጽእ ፡ ላሶላ ፡ ሰብእ ፡ በበይናቲሆሙ ፡ ወለ
 ብእሲሰ ፡ ፈይፋይ ፡ ያእጎህ ፡ ቅንእት ፡ እስከ ፡
 ያቀትል ፡ ብእሲቶ ፡ ለእመ ፡ ዘመወት ፡ ላዕሌሁ
 ወዓዲ ፡ ያቀትል ፡ ብእሲ ፡ ዘዘመወ ፡ ምስሌሃ
 ወዓዲ ፡ ያገብር ፡ ዘንቱ ፡ በእቡሃ ፡ አው ፡ በእ
 ኑሃ ፡ አው ፡ በእማ ፡ ወብእሲትስ ፡ ወአህማ
 ዲሃ ፡ አኮ ፡ ከማሁ ፡ ወዓዲ ፡ እስመ ፡ ዘርእ ፡
 ያቀውም ፡ በእንቲ ፡ ተቡተቡተ ፡ ብእሲት ፡ ወለ
 እመ ፡ ዘመወት ፡ ያእቲ ፡ ያማስን ፡ ርስት ፡ ወት
 ውልደ ፡ አበው ፡ ወዓዲ ፡ እስመ ፡ ድንግል
 ብዝመት ፡ ታማስን ፡ አርአይ ፡ ድንግልናሃ ፡
 ወብእሲሰ ፡ አኮ ፡ ከማሁ ።

፱፻፷፱ በሕገጋትሰ ካልአት ዘለው ተግግጸ
 ነኑኔ ፡ በብእሲ ፡ በእንቲ ፡ ዘዘከሪ ፡ ነውረ ፡ ላዕሳ
 ብእሲቲ ፡ ወበእንቲ ፡ ዘእያዖቀ ፡ ዘሐሰዮ ፡ ከመ ፡
 ያግበር ፡ ባቲ ፡ ሶበ ፡ ተመውዐት ፡ ለእሳ ያከ
 ውኑ ፡ ስምዐ ፡ በላዕሌሃ ፡ ወለእመ ተረክበ
 ብእሲ ምስላ ካልአት ብእሲት በውስተ
 ማገደፍ በዮንድር ቡቲ ፡ ምስላ ፡ ብእሲቲ ፡
 አው ተደመረ በውስተ ዘገር ምስላ ካል
 አት ብእሲት ወዘለፍም ፡ በእንቲ ፡ ዘቤተ
 ምስሌሃ ብዙን ጊዜያተ ወተንገረ ውደቲ
 በልሳን ወሳድዶኒው ወወላድዶንሃ ለብእ
 ሲት ፡ አው በአፈ ካልአን ሰማዕት እምእ
 መናን ፡ ወእንደገ ፡ ሐስተ ፡ ያትንደግ ፡ አው
 ስዞ ወትንግኦ ትሎታ ዘእምጽአቶ ኅዜሁ
 ወእምን ዘቀደመ እምከብከብ ፡ ወትሥል
 ስተ አድ እምንዋዩ ብእሲ ትንግላ ፡ ወእ
 መሰ ሳቲ ውሉድ እምኒሁ ለትግበር ብእ
 ሲት ፡ ዘንቲ ፡ ግብረ ፡ ዘሃ ፡ ረከበት ፡ እምን ፡
 አምን እንቲ ተደመት እመርን ፡ ወግል
 ስተ ፡ እድ ፡ እምጥረተ ፡ ብእሲ ፡ ዘተገመጸ ፡
 ትንግላ ፡ ወዘሃ ፡ ያመልክ ፡ ኪያሁ ፡ ያትዐቀብ ፡
 ለውሉዶሙ ፡ ወሰአመሰ ፡ አልቡቲ ፡ ውሉድ ፡
 ንእን ንኢዘዘ ከመ ያኩን ሳቲ ምልከ
 ናሁ ለዝንቲ ንዋይ ።

፱፻፷፻ ወበእንቲ ተፈልገውት ብእሲ አምብእሲቲ
 ሆሎ ካልእ ቀኖና ውኦቲ ዘይደሉ ወቡቲ
 ያግበና ፡ መጅ ፡ ጽወፅቲ ፡ ወለዘማውያንሰ ፡
 ኢዶፍልጡ ፡ ማእከሊሆሙ ፡ ወማእከሊ ፡ አንስ
 ቲያሆሙ ፡ ወከማሁ ፡ ዘእስተዋደያ ፡ ለብእ
 ሲቲ ፡ በዘእደመውዓ ፡ እስመቦ ፡ አምን ፡

የመጣውን ፡ ጭንቅ ፡ ያርቅ ፡ ዘንድ ነው
 እኮ ፡ ያልቁንም ፡ ወንድ ፡ ግን ፡ በእርሱ ላይ
 ብትሰሰንበት ፡ ሚስቲን ፡ እስኪገድል ድረስ
 ትንግት ፡ ያይዘዋል ፡ ዳግመኛም ፡ ከእርሷ
 ጋራ ፡ የሰሰነውን ፡ ወንድ ፡ ያገድላል ፡ ዳግመኛም
 ያህን ፡ ባባቲ ፡ ወይም ፡ በወንድሚ ፡ ወይም
 በእናቲ ፡ ያደርጋል ፡ ስቲና ፡ ዘመዶቹ ፡ ግን
 አንዲህ ፡ አይደሉም ፡ ዳግመኛም ፡ ስለሱት
 መጠበቅ ፡ ዘር ፡ ያተካልና ፡ እርሷ ፡ ብትሰሰን
 ርስት ፡ የአበው ፡ ትውልድ ፡ ያጠፋል ፡ ዳግመ
 ኛም ፡ ድንግል ፡ በህመት ፡ ማገተመ ፡ ድንግ
 ልናዋን ፡ ታጠፋለችና ፡ ወንድ ፡ ግን ፡ እንዲህ
 አይደለም ።

፱፻፷፻፱ በሌሎች ፡ መጻሕፍት ፡ ግን ፡ በሚስቲ ፡ ላይ ፡
 ነውር ፡ ስለተናገረና ፡ በተቸንፈች ፡ ጊዜ ፡ በእ
 ርሷ ፡ ላይ ፡ ምስክር ፡ ለሚሆኑ ፡ ሰዎች ፡ ያደር
 ግባት ፡ ዘንድ ፡ ያሰበውን ፡ ስላልገለጠ ፡ በወ
 ንድ ፡ የፍርድ ፡ ትግት ፡ አለ ፡ ወንድ ፡ ከሚ
 ስቲ ፡ ጋራ ፡ በሚያደርስት ፡ ቤቲ ፡ ውስጥ ፡
 ከሌላ ፡ ሴት ፡ ጋራ ፡ ቢገኝ ፡ ወይም ፡ በወገር ፡
 ከሌላ ፡ ሴት ፡ ጋራ ፡ ቢገናኝ ፡ ከእርሷ ፡ ጋራ ፡
 ብዙ ፡ ጊዜ ፡ ለለማደፍ ፡ በዘልፋት ፡ ነገር ፡ ሠራ
 ነቲ ፡ በወላጆቻና ፡ በሴትዋ ፡ ወላጆች ፡ አን
 ደበት ፡ ወይም ፡ ከምእመናን ፡ ወገን ፡ በሌሎች ፡
 ምስክሮች ፡ እፍ ፡ በነገር ፡ ሐሰቲን ፡ ባይተው ፡
 ጋብቻ ፡ ያፈርሳል ፡ ወይእርሱ ፡ የመጣችውን ፡
 ትልወት ፡ ትውሰድ ፡ ከሠርግ ፡ የቀደመ ፡ እጅ ፡
 መንሻውንና ፡ ከሰውየው ፡ ገንዘብ ፡ ሦስቲን ፡
 እጅ ፡ ትውሰድ ፡ ከእርሱ ፡ ልጆች ፡ በኖሯት ፡
 ግን ፡ ሴትየዋ ፡ ያህን ፡ ሥራ ፡ ታድርግ ፡ ከሠ
 ርግ ፡ ከቀደመችው ፡ እጅ ፡ መንሻ ፡ ያገናኘው
 ንና ፡ ከተቀጣው ፡ ከባሏ ፡ ገንዘብ ፡ ሦስት ፡ እጅ
 ትውሰድ ፡ የተገዛውም ፡ ስልጆቻቸው ፡ ያጠ
 በቅ ፡ ልጆች ፡ ባይኖሩት ፡ ግን ፡ በዚህ ፡ ገንዘብ ፡
 ማዘዘ ፡ ለእርሷ ፡ አንዲሆን ፡ እኛ ፡ እናዘዛለን ።

፱፻፷፻፱ ባልን ፡ ከሚስቲ ፡ ስለመሰየት ፡ ሴባ ፡ ስግ ፡
 አለ ፡ ያኸውም ፡ ሲሠሩበት ፡ የሚገባ ፡ ነው ።
 መጅ ፡ እፅ ፡ ለእመንዝራዎች ፡ ግን ፡ በእነርሱ ፡
 መካከልና ፡ በሚሰቡቸው ፡ መካከል ፡ እይ
 ለዩ ፡ በማድረታበት ፡ ነገር ፡ ሚስቲን ፡ የሚከ
 ስም ፡ እንደዚሁ ፡ ነው ። ከነገር ፡ ሥራ ፡ ወገን ፡

አንቀጽ : ፳፩ ።

ውደት : ዘይከውን : አሙን : ወኢይጸንዕ : ጥያቄሁ ። ዝንቱኒ : ወዘይመስሎ : ይደሉ : ከመ : የሀቡ : በእንቲአሁ : ኮንኒ : ንሱሓ : እሰ : ቦመ : ሥልጣን : ላዕለ : ሥርየተ : ኃጢአት : ወአኮ : ከመ : ይፍልጡ : ብእሲተ : እም ብእሲሃ ።

ዕቅባትን : ስለመከልከል ።

እውነት : የሚሆንና : እርግጠኛነቱ : የማይፀና : አለና : በዚህና : በመሰለው : ሴትን : ከባልዋ : ስመለየት : ያይደለ : ኃጢአትን : ለማስተሥረድ ሥልጣን : ያላቸው : ስለእርሱ : የንሱሓ : ቅጣት ሊሰጡ : ይገባል ።

አንቀጽ : ፳፪ ወገኑ ።

በአንተ : አገርሞተ : ዕቁባት : ወግብረ : ዕቁባት : ወብእሲት : ዘእስርት : በሕግ ።

፱፻፳፬ ነግላ : ዕቅብትሰ : በውሰተ : ሕግን : ቅድስት : ሕሩም : ውለቱ : እስመ : ውፁእ : ውለቱ : እም አውስቦ : ዘብወሕ : እምቀዳሚ : ዘተጠየቀ : ውለቱከ : ዝመት : ዘዘልፍ።

፱፻፳፭ ረስጠብ : ፳፬፻፳፭ : እመቦ : ዘቦቱ : ዕቅብት : እመ : ኮነት : እመተ : ዚአሁ : ለደጎድግ : ወያ ውሰብ : በከመ : ሕግ : ወእመስ : ኮነት : እግዓ ዚተ : ለያውስባ : በከመ : ሕግ ። ወሰእመ : ኢፈ ቀደ : ከመ : ይግበር : ዘንተ : ይሰደድ ።

፱፻፳፮ ጠሰ : ፬፻፳፭ : ወኢይኩን : ለ፩ዱሃ : መባሕት : ከመ : ይንበር : ምስለ : ዕቅብት : ውሰተ : ግጎ ደሩ : ወአልባኪ : ፍልጠት : ማእከሉሁ : ወማ እከለ : ዘግውያን : ወእመ : ፈቀደ : ተሳትፎታ ሰያውስባ : በሥርዓተ : ሰብሳብ : ዘሕግ ። ወሰእ መሰ : ይሬእ : ከመ : ይለቱ : ኢኮነት : ድሉተ ከመ : ትሰመይ : ሎቱ : ብእሲተ : ሕግ : ለደስ ደዳ : ወይንግእ : ዘየንቱሃ : ዘትግንዮ : ወሰ እመኒ : ፈቀደ : ለደንበር : በንጽሕ ።

፱፻፳፯ ዘሳወፀቱ : ወዘሎቱ : ብእሲት : ወዘያወሰብ : እመተ : ዚአሁ : ይትገሠጽ : ወይያልዎ : ሰሊቅ : ከመ : ይሣጥ : ኪያሃ : ውስተ : ካልእ : ብሒር : ሮኑቅ ።

፱፻፳፰ ረስጠብ : ፳፬፻፳፭ : ፳፬፻፳፭ : ወዕቅብቱ : ዘኢ ማእምንት : ለዘኢየሉምን : ወሶበ : ኮነት እመተ : ዚአሁ : ዘእረከሶት : ምስለ : ካልእ : ወአልጎተት : ውሎዳ : ለትባእ : ወእመስ ረከሶት : ምስለ : ካልእን : ለትሰደድ ።

፱፻፳፱ በሰ : ፯፻፳፭ : ወኢይደልዎ : ለብእሲ : ከመ : ያን ብዘ : ሎቱ : ዕቅብተ : እምደእዜ : እሰመ : እግ ዚእን : ክርስቶስ : ሠርዐ : ሕግ : ግዕዝን ።

አንቀጽ : ፳፫ ።

ዕቁባት : ግኖርን : ስለመከልከል : ስለዕቁባት : ሥራ : በሕግ : ስለታሠረችም : ሴት : ይናገራል ።

፱፻፳፬ ዕቁባት : ግኖርስ : በተቀደሰች : ሕጎችን : ውስጥ : የተከለከለ : ነው ። ከጥንት : ጀምሮ : ከተረዳው : ከሚገባው : ጋብቻ : የወጣ : ነውና። ይኸውም : የዘወትር : ዝመት : ነው ።

፱፻፳፭ ረስጠብ : ፳፬፻፳፭ : ዕቁባት : ያለችው : ሰው : ቢኖር : አገልጋዩ : ብትሆን : ይተውና : አንድ : ሕግ : ያግባ ። ነፃ : የወጣች : ብትሆን : ግን : አንድ : ሕግ : ያግባት ። ይህን : ሊያደርግ : ባይ ወድ : ይለዩ ።

፱፻፳፮ ጠሰ : ፬፻፳፭ : አንድ : ሰውስ : አንኳ : በቤቱ : ከዕ ቁባት : ጋራ : ይኖር : ዘንድ : ሥልጣን : አይኑ ራው ። በእርሱና : በዘግውያን : መካከል : ልዩ ነት : የለም ። ሊያገባት : ቢወድ : በሕግ : ጋብቻ : ሥርዓት : ያግባት ። ለእርሱ : የሕግ : ሚስት : ለመባል : የተገባች : እንዳልሆነች : ቢያውቅ : ግን : ይፍታት : በእርሷ : ፈንታ : የተሻለችውን : ያግባ ። ቢወድም : በንጽሕና : ይኑር ።

፱፻፳፯ ፴፱ ። ሚስት : እያለችው : ከአገልጋዩ : የሚ ደርስ : ይቀጣ ። ለዳኛ : ወደሌላ : ፍቅ : ሀገር : እርሷን : ሊሸጥ : ይገባዋል ።

፱፻፳፰ ረስጠብ : ፳፬፻፳፭ : ፳፬፻፳፭ ። ላላመነው : ያላመነች : ዕቁባት : ከሌላ : ጋር : ያልረከሰች : አገልጋዩ : ብትሆን ። ለጆቿንም : ያላደገች : ከሆነች : ትግባ (ትጠመቅ) : ከሌሎች : ጋራ : የረከሰች ብትሆን : ግን : ትለዩ ።

፱፻፳፱ በሰ : ፯፻፳፭ ። ከዛሬ : ጀምሮ : ዕቁባት : ሊኖር : ለሰው : አይገባውም ። ጌታችን : ክርስቶስ : የነፃነት : ሕግ : ሠርቷልና ። ለዳዊት : ስለሎሞ

አንቀጽ : ፳፮ =

ወእመ ትቤ : ከመ : ለዳዊት : ወለሰሎሞን
ወለካልእን : ኮሩ : ሎሙ : ዕቅብታታ : እመሰ
ፈቀድክ : ከመ : ታለምር ሰማዕኪ : እለመ :
በውእቲ : ዘመን : ኮን : ሰብእ : ሙኑዳን :
በዲበ : ምድር : በእንተ : ዝንቲ : ተበውሐ :
ሎሙ : ከመ : ያውሰቡ : ወያንብሩ : ሎሙ :
ዕቅብታታ : ከመ : ይብዝኑ : ሰብእ : በዲበ
ምድር : ወሰብ : ርእየ : ከመ : ምድር : ሙል
ኦት : ከልእ : ሕግ : እምነሚእ : ዕቅብት : ወእ
ንበረ : ሕግ : እውሰቦ =

ሰለ : ስጦታ = (ዙብት)

ን : ለሌሎችም : ዕቅባት : ነበራቸውሳ : ብትል :
ልታውቅ : ከወደድክ : ሰማ ! በዚያ : ዘመን :
በምድር : ላይ : ሰዎች : ጥቂቶች : ስለነበሩ :
ሰዎች : በምድር : ላይ : ይበዙ : ዘንድ : ስለዚህ :
ሚሰት : እንዲያንቡ : ዕቅባት : እንዲኖሩ :
ተፈቀደላቸው : ምድር : እንደመላች : ባዩ :
ጊዜ : ግን : ዕቅባትን : ከማኖር : ከልከሎ :
ሚሰት : የማግባትን : ሕግ : ሠራ =

አንቀጽ : ፳፯፻፲፮ =

በእንተ : ዙብት =

፱፻፸፱ ወመብዝሳቱን : እመጽሐፈ : ጠሰ : ነወቄቱ :
ነወቄቱ : በእንተ : ዙብታት : ወከዋን : ዙብታት :
ውእቲ : ያከውን : እምኔቱ : ገጸት = ወውእ
ቶሙ : ዙብት : ወወሀቢ : መዘያውብም : ሎቱ :
ወንዋይኒ : ዘያውቡ : ኪያሁ : ወተረፈ : ትእ
ዛባት =

፱፻፸፱ ዙብትሰ : ያደሉ : ከመ : የሀብዎሙ : ለእለ :
ኢኮን : ድልዋን : ለመጽውቶ : መምጽዋትኒ :
ትከውን : ለዘይደልዎ = መዙብትሰ : ምግባረ :
ትሩፋት : ያእቲ : ዘያደሉ : ወሂቦታ : እምድ
ኅረ : ምጽዋት = ወእምከመ : ወሀብ : ወሃቢ :
ኪያሃ : ወተወከረ : ዘያውብዎ : ሎቱ : ንዋየ :
ዘትትወሀብ : ወእምዝ : ያደሉ : ሎቱ : ሥል
ጣን : ላዕሊዎ : ወያሥራቆ : በቱ : ከመ : መገ
ቢዎ =

፱፻፸፱ ወለወሀቢኒ : እትከውን : እማን : እምኑሁ :
ዙብት : ለእመ : ኢኮን : ብጹሐ : እምጣን :
ወማእምረ : ወእግንዜ : ወጎሩየ : ዘአልቡቱ :
ፍርሃት : እምዘወዘበ : ወእመሰ : ዘያረርዘ :
እምዘ : መሀብ : እይትረጸም : ሎቱ : ወእመኒ :
ሞተ : ወሀቢዎ : እይግባእ : እምኔሃ : በሰምዕ
ውኩፍ : ኢበጎቡእ : ወእ : በከሙት =

፱፻፸፱ ወለወሀቢሰ : ያደልዎ : ከመ : የሀብ : በእያ
ውቱ : እመ : ፈቀድ : በጊዜው : ዘእንበለ : ወላኔ
ዕድሜ = ወለእመ : ፈቀድ : እምድጎሬሁ : በት
እዛዝ : ወበጊዜ : እመር : ዘያመጸእ : ወሎቱ :
ድልው : ከመ : ይግበር : በጊዜ : ሞቱ : ተፍጻ
ሚታ : እምድጎረ : ዕረፍቱ =

አንቀጽ : ፳፯፻፲፮ =

ሰለ : ስጦታ : ያናገራል =

፱፻፸፱ እብዛኛውም : ከጠሰ : መጽሐፍ : የተገኘ :
ነው = ጠሰ : ነፃ : ነፃ = ስለሰጠታዎች : ያናገ
ራል = የሰጠታ : ጡኔታ : ከፎ : ወገን : ነው =
እነዚህም : ስጦታ : ሰጪ : ለእርሱ : የሚሰጡት
ሰው : እርሱን : የሚሰጡት : ገንዘብ : ከትእ
ዛዝ : የቀረውም ናቸው =

፱፻፸፱ ስጦታሰ : ምጽዋት : ለመስጠት : ለማይችሉት :
ሰዎች : ለሰጡአቸው : ያገባል = ምጽዋትም :
ለሚገባው : ትሆናሉች = ስጦታሰ : ከምጽዋት :
ተጥሎ : ለሰጧት : የሚገባ : የትሩፋት : ሥራ :
ናት = ሰጪ : እርሱን : ከሰጠ : የምትሰጠዋንም
ገንዘብ : የሚሰጡት : ሰው : ከተቀበለ : ከዚህ :
በኋላ : እንደሰጪው : ያውራበት : ዘንድ : በገ
ንዘቡ : ላይ : ሥልጣን : ሊኖረው : ያገባል =

፱፻፸፱ ሰጪውም : እካለ : መጠን : ያደረሰ : አዋቂ :
ራሱን : የቻለ : የተመረጠ : ከሰጠው : ገንዘብ :
የተነሣ : ፍጠት : የሌለበት : ካልሆነ : ስጦ
ታው : የታመነች : እትሆንም = ከሰጠ : በኋላ :
የሚረራ : በሆነ ግን : አይጸናለትም = ሰጪው
በሞትም : በሰውርም : በሆነ : በግልጽ : ስጦ
ታው : ተቀባይነት : ባለው : ምስክር : ከተረጎ
ገጠ : እያመለሰ =

፱፻፸፱ ለሰጪ : ግን : በሕያወት : ሳለ : ዘመን : ሳይወ
ስን : በጊዜው : ሊሰጥ : በወድ : መስጠት : ያገ
ባዋል = ከዚህ : በኋላ : በማዘዘኛ : በሚመጣው
በታወቀ : ጊዜ : በወድ : ፍጻሜዋን : ዘሞቱ :
ጊዜ : ሊያደርግ : ያገባዋል =

አንቀጽ ፡ ፳፮ ፡

ወለመ ትቤ ፡ ከመ ፡ ለዳዊት ፡ ወለሰሎሞን
ወለሳለአን ፡ ኮነ ፡ ሎሙ ፡ ዕቅብታታ ፡ እመሰ
ፈቀደከ ፡ ከመ ፡ ታእምር ሰማዕኪ ፡ እሰመ ፡
በሙእቱ ፡ ዘመን ፡ ኮኑ ፡ ሰብእ ፡ ሙኑዳን ፡
በዲበ ፡ ምድር ፡ በእንተ ፡ ዝንቱ ፡ ተበሙሐ ፡
ሎሙ ፡ ከመ ፡ ያሙሰቡ ፡ ወያንብሩ ፡ ሎሙ ፡
ዕቅብታታ ፡ ከመ ፡ ያብዝኑ ፡ ሰብእ ፡ በዲበ
ምድር ፡ ወሰበ ፡ ርእዩ ፡ ከመ ፡ ምድር ፡ መል
እት ፡ ከልእ ፡ ሕግ ፡ እምነግእ ፡ ዕቅብት ፡ ወእ
ንበረ ፡ ሕግ ፡ እውሰቦ ፡

ሰለ ፡ ሰሙታ ፡ (ሀብት)

ን ፡ ለሌሎችም ፡ ዕቅባት ፡ ነበራቸውባ ፡ ብትል ፡
ልታውት ፡ ከወደድኸ ፡ ሰማ ፡ በዘያ ፡ ዘመን ፡
በምድር ፡ ላይ ፡ ሰዎች ፡ ጥቁቶች ፡ ስለነበሩ ፡
ሰዎች ፡ በምድር ፡ ላይ ፡ ይበዙ ፡ ዘንድ ፡ ስለዘሀ
ሚስት ፡ እንዲያገቡ ፡ ዕቅባት ፡ እንዲኖሩ ፡
ተፈቀደላቸው ፡ ምድር ፡ እንደመላች ፡ ባዩ ፡
ጊዜ ፡ ግን ፡ ዕቅባትን ፡ ከማኖር ፡ ከልክሎ ፡
ሚስት ፡ የማግባትን ፡ ሕግ ፡ ሠራ ፡

አንቀጽ ፡ ፳፯ ፡

በእንተ ፡ ሀብት ፡

፱፻፸፱ ወመብዝንተኒ ፡ እመጽሐፈ ፡ ጠስ ፡ ኘወጃቱ ፡
ኘወቆቱ ፡ በእንተ ፡ ሀብታት ፡ ወከዋን ፡ ሀብታት ፡
ውእቱ ፡ ያከውን ፡ እምኢቱ ፡ ገጸት ፡ ወውእ
ቶሙ ፡ ሀብት ፡ ወወሀበ ፡ ወዘያሁብም ፡ ሎቱ ፡
ወንዋይኒ ፡ ዘያሁቡ ፡ ኪያሁ ፡ ወተረፈ ፡ ትእ
ዛብት ፡

፱፻፸፩ ሀብትስ ፡ ያደሉ ፡ ከመ ፡ የሀብታሙ ፡ ለእለ ፡
እኮኑ ፡ ድልዋን ፡ ለመጽውቶ ፡ ወምጽዋትኒ ፡
ትከውን ፡ ለዘያደልም ፡ ወሀብትስ ፡ ምግባረ ፡
ትሩፋት ፡ ያእቱ ፡ ዘያደሉ ፡ ወሃብታ ፡ እምድ
ጎረ ፡ ምጽዋት ፡ ወእምከመ ፡ ወሀበ ፡ ወሃበ ፡
ኪያሃ ፡ ወተወክረ ፡ ዘያሁብም ፡ ሎቱ ፡ ንዋዩ ፡
ዘትትወሀብ ፡ ወእምዝ ፡ ያደሉ ፡ ሎቱ ፡ ሥል
ጣን ፡ ላዕሲቡ ፡ ወያሥራዕ ፡ ቦቱ ፡ ከመ ፡ ወሀ
በሁ ፡

፱፻፸፮ ወለወሀበኒ ፡ እትከውን ፡ እማን ፡ እምእሁ ፡
ሀብት ፡ ለእመ ፡ እኮነ ፡ ብጽሐ ፡ እምጣን ፡
ወማእምረ ፡ ወእግዳዜ ፡ ወንሩዩ ፡ በአልቦቱ ፡
ፍርሃት ፡ እምዘወሀበ ፡ ወእመሰ ፡ ዘደረገሀ ፡
እምዘ ፡ ወሀበ ፡ እደትረጸም ፡ ሎቱ ፡ ወእመኒ ፡
ሞተ ፡ ወሀበሁ ፡ እደግባእ ፡ እምእሃ ፡ በስምዕ
ውኩፍ ፡ እበንቡእ ፡ ወእ ፡ በከሙት ፡

፱፻፸፯ ወለወሀበሰ ፡ ያደልም ፡ ከመ ፡ የሀብት ፡ በሕያ
ውቱ ፡ እመ ፡ ፈቀደ ፡ በጊዜሁ ፡ ዘእንበለ ፡ ውሳኔ
ዕድሜ ፡ ወለእመ ፡ ፈቀደ ፡ እምድንሬሁ ፡ በት
እዛዝ ፡ ወበጊዜ ፡ እመር ፡ ዘያመጽእ ፡ ወሎቱ ፡
ድልው ፡ ከመ ፡ ይግበር ፡ በጊዜ ፡ ሞቱ ፡ ተፋጸ
ሚታ ፡ እምድንረ ፡ ዕረፍቱ ፡

አንቀጽ ፡ ፳፰ ፡

ሰለ ፡ ሰሙታ ፡ ያናገራል ፡

፱፻፸፱ አብዛኛውም ፡ ከጠስ ፡ መጽሐፍ ፡ የተገኘ ፡
ነው ፡ ጠስ ፡ ኘ፪ ፡ ኘ፫ ፡ ስለሰሙታዎች ፡ ያናገ
ራል ፡ የሰሙታ ፡ ሁኔታ ፡ ከ፪ ፡ ወገን ፡ ነው ፡
እነዚህም ፡ ሰሙታ ፡ ሰፊ ፡ ለእርሱ ፡ የሚሰጡት
ሰሙ እርሱን ፡ የሚሰጡት ፡ ገንዘብ ፡ ከትእ
ዛዝ ፡ የቀረውም ፡ ናቸው ፡

፱፻፸፩ ሰሙታስ ፡ ምጽዋት ፡ ለመስጠት ፡ ለማደችሉት ፡
ሰዎች ፡ ሲሰጡላቸው ፡ ያገባል ፡ ምጽዋትም ፡
ለሚገባው ፡ ትሆናለች ፡ ሰሙታስ ፡ ከምጽዋት ፡
ቀጥሎ ፡ ሊሰጡት ፡ የሚገባ ፡ የትሩፋት ፡ ሥራ ፡
ናት ፡ ሰፊ ፡ እርሷን ፡ ከሰጠ ፡ የምትሰጠዋንም
ገንዘብ ፡ የሚሰጡት ፡ ሰሙ ፡ ከተቀበለ ፡ ከዚህ ፡
በኋላ ፡ እንደሰፊሁ ፡ ያሠራበት ፡ ዘንድ ፡ በገ
ንዘቡ ፡ ላይ ፡ ሥልጣን ፡ ሊኖረው ፡ ያገባል ፡

፱፻፸፮ ሰፊውም ፡ እካለ ፡ መጠን ፡ ያደረሰ ፡ እዋቱ ፡
ራሱን ፡ የጎለ ፡ የተመረጠ ፡ ከሰጠው ፡ ገንዘብ ፡
የተነግ ፡ ፍርሀት ፡ የሌለበት ፡ ካልሆነ ፡ ሰሙ
ታው ፡ የታመነች ፡ እትሆንም ፡ ከሰጠ ፡ በኋላ ፡
የሚረራ ፡ በሆነ ፡ ግን ፡ እያጸናለችም ፡ ሰፊው
በሞትም ፡ በሰውርም ፡ በሆነ ፡ በግልጽ ፡ ሰሙ
ታው ፡ ተቀባይነት ፡ ባለው ፡ ምስክር ፡ ከተረገ
ገጠ ፡ እያመለሰ ፡

፱፻፸፯ ለሰፊ ፡ ግን ፡ በሕያውት ፡ ሳለ ፡ ዘመን ፡ ሳይሠ
ስን ፡ በጊዜው ፡ ሊሰጥ ፡ በወድ ፡ መስጠት ፡ ያገ
ባዋል ፡ ከዚህ ፡ በኋላ ፡ በማዘዝና ፡ በሚመጣው
በታወቀ ፡ ጊዜ ፡ በወድ ፡ ፍጻሜዋን ፡ በሞቱ ፡
ጊዜ ፡ ሊያደርግ ፡ ያገባዋል ፡

አንቀጽ ፡ ፳፮ ።

ሰለ ፡ ሰጦታ ። (፱፻፱)

፱፻፸፱ ለእመ ፡ መሀበ ፡ ነጉሎ ፡ ንዋዮ ፡ እው ፡ መብዝ ፡ ንቶ ፡ በዘጠን ፡ ንበ ፡ ዘእኮነ ፡ ሎቲ ፡ ወልደ ፡ ባቲ ፡ ወእምድንረ ፡ ዝንቱ ፡ ተወልደ ፡ ሎቲ ፡ ወልደ ፡ ሎቲኪ ፡ ይደልዎ ፡ አግብኦቲ ፡ ለዘራ ቀደ ፡ ወለዘከመዝ ፡ ማብር ፡ ውሰቲቲ ፡ ዘእሰቲ ተርእዮ ፡ ሎቲ ፡ እመ ፡ ኮነ ፡ ወርቶ ፡ ዘመዘዐ ፡ ለእመ ፡ ኮነ ፡ ርክቦ ፡ ወእመ ፡ አኮ ፡ ሌጠ ፡ ዚአው ።

፱፻፸፳ ወእይከውን ፡ አግብኦቲ ፡ ንዋዮ ፡ እምድንረ ፡ ሞቲ ፡ ሕዳ ፡ እምድንረ ፡ ወእሶበ ፡ ተንጎሎ ፡ ርእሰ ፡ ንዋዮ ፡ ዘመዘዐ ፡ ሎቲ ፡ ወሌጠ ፡ ዚአው ። ወእ ፡ ለእመ ፡ አንበ ፡ ወግበ ፡ ህዮን ቲው ፡ ለዘተውህዐ ፡ ዘእንበለ ፡ በተግምር ቶመ ፡ ወእ ፡ በዘይመጽእ ፡ ሕሰመ ፡ በጊዜ ፡ አግብኦቲ ፡ ለዘመዘዐ ፡ ንዋዮ ፡ ዚአው ፡ በከመ ፡ ለእመ ፡ መሀበ ፡ በቲ ፡ ወሐኔጽ ፡ ውሰቲቲ ፡ ሐቡሪ ፡ እይደልዎ ፡ ሎቲ ፡ አግብኦት ፡ ከያው ፡ እላ ፡ ሌጠ ፡ ንዋዮ ።

፱፻፸፯ ወለእመ ፡ መሀበ ፡ ሀብተ ፡ ዘእበረሐ ፡ መጠነ ፡ እካል ፡ ለመኔሂ ፡ እምሰብእ ፡ ሎቲኪ ፡ ይደልዎ ፡ ይትናዝር ፡ በእንቲእሃ ፡ እምድንረ ፡ ብረሐቲ ፡ ንበ ፡ መጠነ ፡ እካል ፡ በከቲ ፡ ናመት ፡ ወያግ ባእ ፡ ከመ ፡ ይንግእ ፡ ንዋዮ ፡ ለእመ ፡ ራቀደ ።

፱፻፸፮ መካ ፡ ገጠዎ ፡ መሀብተሰ ፡ እንቲ ፡ ትቀውም ፡ በመጽሐፍ ፡ እትቲረጸም ፡ ዘእንበለ ፡ የሀብ ፡ ወግበ ፡ መጽሐፈ ፡ ለዘያውዐ ፡ ሎቲ ፡ ለእመ ፡ ኮነት ፡ ለንከር ፡ እይደልዎ ፡ ሎቲ ፡ እምድንረ ፡ መሀበ ፡ ከያሃ ፡ ከመ ፡ ይሚጣ ፡ እምኒው ።

፱፻፸፯ ወለእመሂ ፡ ኮነት ፡ ለወልደ ፡ ዚአው ፡ አው ፡ ለወልደ ፡ ወልዳ ፡ ትከውን ፡ አማን ፡ ዘእንበለ ፡ መጽሐፍ ፡ ወይደሉ ፡ ሎቲ ፡ ከመ ፡ ይሚጣ ፡ በሕይወቲ ፡ ወከመ ፡ ይወልዮ ፡ በተረሕፈ ፡ ሎመ ፡ በከመ ፡ ራቀደ ፡ ይደልዎ ።

፱፻፸፱ ወእምድንረ ፡ ሞቲሰ ፡ ሎመ ፡ ዘውሰተ ፡ መጽሐፍ ፡ ወለእመሂ ፡ እወዘዐመ ፡ ሎመ ፡ ወእሰሂ ፡ ይውብመ ፡ ቀዳሚ ፡ እሉ ፡ እመንቲ ፡ ይቲቶ ፡ ወድንፈሮመ ፡ ወላደያኒው ፡ ወእምዝ ፡ አዝማኔው ፡ ወእምዝ ፡ ሐማን ፡ ወእምዝ ፡ ሐሃኒው ፡ ወእምዝ ፡ ናቲራን ፡ ወእምዝ ፡ ላእካን ፡ ወእምዝ ፡ እግዋር ፡ ምእመናን ፡ ወእብያጽ ፡ ወዘይመስሎመ ፡ ወይደሉ ፡ ከመ ፡ ይኩን ፡ ስሪና ፡ ለዘይደልዎ ፡ ስሪና ፡ በከመ ፡ ውሉድ ።

፱፻፸፱ ገንዘብን ፡ ሁሉ ፡ ወይም ፡ አብዛኛውን ፡ ገንዘቡን ፡ ልጅ ፡ ባልወለደባት ፡ ዘመን ፡ ቢሰጥ ፡ ከዚህ ፡ በኋላ ፡ ልጅ ፡ ቢወለድለት ፡ ለወይደው ፡ ሊመልሰው ፡ ይገባዋል ። እንዲህ ፡ ያለ ፡ ሥራ ፡ ላንጠመው ፡ ሰው ፡ የሰጠው ፡ ገንዘብ ፡ ወርቶ ፡ ቢሆን ፡ ቢገኝ ፡ ገንዘቡን ፡ ባይገኝ ፡ ዋጋውን ፡ ይሰጥ ።

፱፻፸፳ ከእነርሱ ፡ እንዲ ፡ ከሞተ ፡ በኋላ ፡ የሰጠው ፡ የገንዘብ ፡ ናይንትና ፡ ዋጋው ፡ በታጣ ፡ ገንዘብ ፡ መመለሰ ፡ እይሆንም ። (እይጸናም) ። ሰጪ ፡ ሰለተሰጠው ፡ ገንዘብ ፡ ፈንታ ፡ ሳይሰማው ፡ ቢይገባ ፡ የሰጠውን ፡ ገንዘብ ፡ በሚመልሰበት ፡ ጊዜ ፡ ጉዳት ፡ በሚያመጣበት ፡ ገንዘብ ፡ በት ፡ በሰጥ ፡ በግቢው ፡ አጥር ፡ በያጥር ፡ ዋጋውን ፡ እንጂ ፡ እርሱን ፡ መመለሰ ፡ እንደማይገባው ።

፱፻፸፯ እካል ፡ መጠን ፡ ያላደረሰ ፡ ከሰው ፡ ወገን ፡ ለማንም ፡ ሰጦታ ፡ ቢሰጥ ፡ እካል ፡ መጠን ፡ ካደረሰ ፡ በኋላ ፡ በአራት ፡ ናመት ፡ ስለእርሱ ፡ ሊናዝር ፡ ይገባዋል ። ገንዘቡን ፡ ሊመልሰ ፡ ቢወድ ፡ ይውሰድ ።

፱፻፸፮ መካ ፡ ገጠ ፡ በጽሑፍ ፡ የምትጻፍ ፡ ሰጦታ ፡ ግን ፡ ለዛለድ ፡ ከሆነች ፡ ሰጪ ፡ ለሚሰጠው ፡ በደብዳቤ ፡ ካልሰጠው ፡ ሰጦታው ፡ እይጸናም ። እርሱን ፡ ከሰጠው ፡ በኋላ ፡ ከእነርሱ ፡ ሊመልሰት ፡ እይገባውም ።

፱፻፸፯ ለልጅ ፡ ወይም ፡ ለወንድ ፡ ልጅ ፡ ልጅ ፡ ቢሆን ፡ ግን ፡ ያለ ፡ ጽሑፍ ፡ ይጸናል ። በሕይወት ፡ ሳለ ፡ ሊመልሰት ፡ ለእነርሱ ፡ ይገባል ። የተጻፈላቸውንም ፡ እንደ ፡ ወይደ ፡ ሊለውጥ ፡ ይገባዋል ።

፱፻፸፱ ከሞተ ፡ በኋላ ፡ ግን ፡ በጽሑፍ ፡ ያለው ፡ የእነርሱ ፡ ነው ። ባይሰጣቸውም ፡ የእነርሱ ፡ ነው ። በመጽሐፍ ፡ የሚሰጣቸውም ፡ እሊህ ፡ ናቸው ። ልጆች ፡ ከእነርሱም ፡ ተጥሎ ፡ ወላጆቹ ፡ ከዚያም ፡ በኋላ ፡ ዘመዶቹ ፡ ተጥሎ ፡ አማች ፡ ተጥሎ ፡ አሳዳጊ ፡ ሞገዜቲ ፡ ተጥሎ ፡ ወላጆች ፡ ተጥሎ ፡ አገልጋዮች ፡ ተጥሎ ፡ የታመኑ ፡ ጉራቢቶች ፡ ንደኞች ፡ የመሰላቸውም ፡ ናቸው ። መተካካል ፡ ለሚገባው ፡ ማለተካካል ፡ ይገባል ። እኒህም ፡ እንደ ፡ ልጆች ፡ ያለ ፡ ናቸው ።

፱፻፹፱ ወገሱ ፡ እምኔህሙ ፡ ዘእየእኩት ፡ ወሃቢሁ ፡
 እላ ፡ የሐውር ፡ ኅበ ፡ አይኒ ፡ ገጽ ፡ እምገጸ ፡
 ሕሠም ፡ ወእንሥእ ፡ እዴሁ ፡ ላዕሌሁ ፡ በዓ
 መሃ ፡ ወእከይ ፡ ወጉሕሉት ፡ ወእንጉሎ ፡
 ኅጉላ ፡ ሀቢየ ፡ እምእስተዋድዮቱ ፡ ለነግሊ ፡
 ንዋዩ ፡ አው ፡ ገብረ ፡ በዘይማሰን ፡ ሕይወቱ ፡
 አው ፡ ጎደጎ ፡ እምዘ ፡ ኮነ ፡ ተሰናእምቶሙ ፡
 ላዕሌሁ ፡ በትድመ ፡ ሰማሐት ፡ በምንትኒ ፡ እም
 ገሱ ፡ ዘወሀቦ ፡ ሎቱ ፡ ወእምከመ ፡ ተሰውቀ ፡
 ከሙተ ፡ በመንበረ ፡ ፍትሕ ፡ ወተጠየቀ ፡ ከመ ፡
 ሙእቱ ፡ ገብረ ፡ አሐተ ፡ እምነ ፡ እሉ ፡ ምግብ
 ራት ፡ ይደልም ፡ ከመ ፡ የግብእ ፡ ሀብታቲሁ ፡
 ዘእንበለ ፡ ተውላጥ ፡ ለእመ ፡ በለዋ ፡ አው ፡
 ግብ ፡ ዘእሆን ፡ ለእመ ፡ አሀለዋ ፡ ወለእመ ፡
 አተብሩ ፡ በምሳሌ ፡ ግጥ ፡ ይኩን ፡ በከመ ፡
 ቃሉ ፡ ለዘወሀቦ ፡ ሎቱ ፡ ለእመ ፡ አተንሥእ ፡
 ቃሉ ፡ ሰምዕ ፡ ላዕሌሁ ፡ ዘያዘጥል ፡ ቃሎ ።

፱፻፹፱ ወለእመኒ ፡ ይቤ ፡ ዘወሀብዎ ፡ ሎቱ ፡ ከመ ፡
 ጽኑሰ ፡ ውእቱ ፡ አልቦ ፡ ዘያዘልእ ፡ ኅሙሣሁ ፡
 ዘእንበለ ፡ በሰምዕ ፡ ዘያዕርዕ ፡ ኅሙሣሁ ።

፱፻፹፱ ወአይቀውም ፡ ዘብት ፡ ለዘይሁብዎ ፡ ዘእንበለ ፡
 ለዘቦቱ ፡ ጥረት ፡ ወእትትፈጸም ፡ ዘእንበለ ፡
 ሰባ ፡ ይትጭከፋ ፡ ወንዋይሂ ፡ ዘይትወሀብ ፡
 ኢይደሉ ፡ ከመ ፡ ይኩን ፡ ዘአይትዕወቅ ፡ ወአ
 እምዘ ፡ አይከውኛ ፡ ለወሃቢ ፡ ምልክኖሁ ።

፱፻፹፱ ወአይኩን ፡ እንከ ፡ እምነ ፡ ዘተመውዑ ፡ ቦቱ ፡
 ሕሊኖሁ ፡ እሰመ ፡ ዘይሁብዎ ፡ ኪያሁ ፡ ይባ
 ውእ ፡ ውስተ ፡ ልቡ ፡ ፍቅረ ፡ ንዋይ ፡ ወእመ ፡
 እኮ ፡ ያደውዮ ፡ በውእቱ ፡ ጊዜ ፡ ከመ ፡ ዘይ
 ሁብ ፡ ሰይፈ ፡ ለዘእንዘ ፡ ጋኔን ፡ እሰመ ፡ ውእቱ
 ከመ ፡ ቦ ፡ ዘይቀትል ፡ ቦቱ ፡ ነፍሶ ፡ እው ፡ ነፍሶ
 ካልኡ ።

፱፻፹፱ ወእመሰ ፡ ኮነ ፡ ንዋይ ፡ ዘተውሀቦ ፡ ኢይትፈ
 ለጥ ፡ ለተፈቅዶ ፡ ወኢበውሂብ ፡ ከመ ፡ ዘዲኖ
 ራት ፡ ወጠፋልሐ ፡ ብሩር ፡ ኢይትፈቀድ ፡ ገብ
 ጽሒፍ ፡ ወለእመ ፡ ኮነ ፡ እመረ ፡ ለዘንቱሰ ፡
 ይኩን ፡ ጽሕፈተ ፡ ዜእሁ ። ወበእንቱእሁ ፡
 ይደሉ ፡ ጽሕፈተ ፡ ሰማዕት ፡ ዘያዘከፍ ፡ ባቲ ፡
 ፍቅደ ፡ ንዋይ ፡ ዘይትወሀብ ፡ ወከዋነ ፡ እርእ
 ያሁ ፡ ወዶታ ፡ ትእዛዛቲሁ ፡ ለወሃቢ ፡ በእንቲእሁ
 ወከመ ፡ ውእቱ ፡ ኢይገብእ ፡ እምዘወሀብ ፡ ይደሉ
 ከመ ፡ ይጽሐፍ ፡ ትእዛዘ ፡ በእንቲእሁ ።

፱፻፹፱ ከእነርሱም ፡ ወገን ፡ ሰጭውን ፡ የማያመሰግን ፡
 ሁሉ ፡ ከከፋት ፡ ወገን ፡ ወደማናቸውም ፡ የከ
 ፋት ፡ ወገን ፡ የሚሄድ ፡ በበደል ፡ በከፋቱ ፡ በተ
 ንኮል ፡ እጁን ፡ በእርሱ ፡ ላይ ፡ የእነግ ፡ ገንዘብን
 ለመውሰድ ፡ እነገር ፡ ሥራው ፡ የተነሣ ፡ ታላቅ
 ጥፋት ፡ ያጠፋው ፡ ወይም ፡ ሕይወቱ ፡ የሚጠ
 ፋበትን ፡ ሥራ ፡ ቢሠራ ፡ ወይም ፡ ከሰጠው ፡
 ገንዘብ ፡ ሁሉ ፡ በማናቸውም ፡ ነገር ፡ በምስክር
 ች ፡ ፈት ፡ በእርሱ ፡ ላይ ፡ የሆነውን ፡ ስምምነት
 የተወ ፡ (ያፈረሰ) ፡ በፍርድ ፡ እይባባይ ፡ በግ
 ልጽ ፡ ከታወቀ ፡ ከእነዚህም ፡ ሥራዎች ፡ እንዲ
 ቱን ፡ መሥራቱ ፡ ከተረጋገጠ ፡ ቢኖሩ ፡ ያለ
 ለውጥ ፡ ሰጠታዎቹን ፡ ወይም ፡ ባይኖሩ ፡ ዋጋ
 ቸውን ፡ ይመልሱላት ፡ ዘንድ ፡ ይገባዋል ። በዋ
 ጋው ፡ እምሳይ ፡ ዘይሰማሙ ፡ ቃሉን ፡ የሚያፈ
 ረሰበት ፡ የምስክር ፡ ቃል ፡ ካልተነግበት ፡
 በቀር ፡ እንደሰጪው ፡ ቃል ፡ ይሁን ።

፱፻፹፱ የሰጡት ፡ ሰው ፡ ችጋሪኛ ፡ እንደሆነ ፡ በኖን
 ርም ፡ ፍላጎቱን ፡ ከሚያስቀር ፡ ምስክር ፡ በቁር
 ፍላጎቱን ፡ የሚከለክል ፡ የለም ።

፱፻፹፱ ስሙታ ፡ ለሚሰጡት ፡ ሰው ፡ ገንዘብ ፡ ላለው ፡
 ሰው ፡ ካልሆነ ፡ አይጸናም ። በሚቀበላትም ፡
 ጊዜ ፡ ካልሆነ ፡ በተር ፡ እትፈጸምም ፡ የሚሰጠ
 ሙም ፡ ገንዘብ ፡ ያልታወቀ ፡ ሊሆን ፡ እይባባይ ፡
 ሰጪ ፡ ከማያዘገበትም ፡ ወገን ፡ ሊሆን ፡ እይባ
 ባም ።

፱፻፹፱ እንግዲህ ፡ ለቡኖው ፡ ድል ፡ ከሚነሣበት ፡
 ወገን ፡ እይሁን ፡ እርሱን ፡ የሚሰጡት ፡ ሰው ፡
 በልቡ ፡ ፍቅረ ፡ ንዋይ ፡ ያደርበታልና ፡ ይህም ፡
 ባይሆን ፡ ወዲያው ፡ ያሳምመዋል ። ጋኔን ፡ ለያ
 ዘው ፡ ሰው ፡ ሰይፍ ፡ እንደመስጠት ፡ ነው ።
 ነፍሱን ፡ ወይም ፡ የሌላውን ፡ ነፍሰ ፡ እንደሚ
 ገድል ፡ ያለ ፡ ነውና ።

፱፻፹፱ የተሰጠው ፡ ገንዘብ ፡ በቀጥር ፡ የማይለይ ፡
 ወይም ፡ በመሰጠት ፡ ጊዜ ፡ እንደ ፡ ዲኖርፍ ፡
 እንደተመዘነ ፡ ብር ፡ ያለ ፡ ቢሆን ፡ ሊጸፍ ፡ እያ
 ሰፈልግም ። የታወቀ ፡ ቢሆን ፡ ይህንሰ ፡ ሊጽ
 ፋት ፡ ይገባል ። የሚሰጠውን ፡ የገንዘብ ፡ ቀጥር
 የመልኩን ፡ ሁኔታ ፡ ስለእርሱም ፡ የሰጪን ፡
 የትእዛዝ ፡ ስልት ፡ እርሱን ፡ የሚያስረዱ ፡ ምስ
 ክርኝን ፡ ስለእርሱ ፡ መጻፍ ፡ ይገባል ። እርሱም
 ከሰጠ ፡ በኋላ ፡ እንደይመለሰ ፡ ስለእርሱ ፡ ትእዛ
 ዙን ፡ ይጽፍ ፡ ዘንድ ፡ ይገባዋል ።

አንቀጽ ፡ ፳፯ ።

ሰለ ፡ ብድር ።

፱፻፹፭ ወለላመ ፡ ኮነት ፡ ዘተውዘበት ፡ ሀገር ፡ ያለቲ ፡
ወእከል ፡ ዘትት፡ገባእ ፡ እምኔሃ ፡ ያለቲ ፡ ትይሉ ፡
ሰዘውሁብ ፡ ሎቲ ፡ እምእመ ፡ ተጽሕፈ ፡ ሎቲ ፡
መጽሐፍ ፡ ወተመጠወ ፡ ኪያሁ ፡ ለእመ ፡ ሊተ
እዘዘ ፡ ላዕሌሁ ፡ ካልእ ፡ እምዘ ፡ ተጽሕፈ ። ወእ
መሰ ፡ ተእዘዘ ፡ እከል ፡ ዘሀለወት ፡ ሊትኩን ፡
ሎቲ ፡ እላ ፡ ያለደድ ፡ እምፍጻሚ ፡ ዘብት ፡
ወእመ ፡ ተወክፈ ፡ ውእቲ ፡ ዘውሁብ ፡ ሎቲ ፡
ይከውን ፡ ግብር ፡ ከመዝ ። ወተረፈ ፡ ትእዛዛ
ትሂ ፡ እሰመ ፡ ሊይትኤዘዘ ፡ ዘይትዐደው ፡
ፍጻሚ ፡ ዘብት ።

፱፻፹፮ ወእመ ፡ ወዘበ ፡ ፩ዱ ፡ ለመኑሂ ፡ ምንተኒ ፡
ንዋየ ፡ ወሞተ ፡ እምቅድመ ፡ ብጽሐቲ ፡ ንዘሁ
እይደልዎመ ፡ ለወራሰያኒሁ ፡ ከመ ፡ ያለድዎ ።

፱፻፹፯ ወለእመኒ ፡ ወዘበ ፡ ዘበሎ ፡ ታሕተ ፡ ሐጻኒት ፡
በትእዛዘ ፡ እቡሁ ፡ እው ፡ በትእዛዘ ፡ ርእሱ ፡
መጠነ ፡ ውእቲ ፡ ዘብት ፡ ያኩን ፡ ለእብ ። ወዘ
ወሀበሂ ፡ ለብእሲ ፡ ንዋየ ፡ በፈቃዱ ፡ በዓለ ፡
ንዋይ ፡ ውእቲ ፡ ወሃበሁ ።

፱፻፹፭ የተሰጠችው ፡ ሀገር ፡ (መሬት) ፡ ብትሆን ፡ እሀ
ልም ፡ ከእርሷ ፡ የሚገኝባት ፡ ብትሆን ፡ ደብ
ዳቤ ፡ ከተጻፈለትና ፡ እርሱን ፡ ከተቀበለበት ፡
ጊዜ ፡ ጀምሮ ፡ ለተሰጠው ፡ ሰው ፡ ትገባለች ።
ከተጻፈው ፡ ሌላ ፡ በእርሱ ፡ ላይ ፡ ካልታዘዘ ፡
ያለችው ፡ እሀል ፡ ብትታዘዘለት ፡ ግን ፡
(መሬቱ) ፡ ለእርሱ ፡ እትሁን ። ከፍጹም ፡
ሰጠታ ፡ ያለይ ፡ እንጂ ። እርሱ ፡ የተሰጠውን ፡
ቢቀበል ፡ ግድ ፡ እንደዚህ ፡ ይሆናል ። ከትእዛ
ዛት ፡ የቀረውም ፡ የሰጠታን ፡ ፍጻሜ ፡ የሚተ
ላለፍ ፡ እይታዘዝምና ።

፱፻፹፮ እንዲ ፡ ሰው ፡ ለማንም ፡ ማናቸውንም ፡ ገንዘብ ፡
ቢሰጥ ፡ ወደ ፡ እርሱም ፡ ከመድረሱ ፡ ዘፈት ፡
ዘሞት ፡ ወራሾቹ ፡ ሊወሰዱት ፡ እይገባቸውም ።

፱፻፹፯ በሞግዘት ፡ ስር ፡ ያለ ፡ በእባቱ ፡ ትእዛዝ ፡
ወይም ፡ በራሱ ፡ ትእዛዝ ፡ ገንዘብ ፡ ቢሰጥ ፡ ሰጠ
ታውን ፡ መመጠን ፡ ለእባት ፡ ያሁን ። በፈቃዱ
ለሰው ፡ ገንዘብን ፡ የሰጠ ፡ ሰው ፡ ለጫው ፡ ባለ
ገንዘቡ ፡ ነው ።

አንቀጽ ፡ ፳፱፡፡፩ ።

አንቀጽ ፡ ፳፯ ።

በእንተ ፡ ልቃሕ ፡ ወእንዘ ፡ ወተሐብዮ ፡ ወምግ
ብና ።

ሰለ ፡ ብድር ፡ ሰለ ፡ መያዣ ፡ ሰለ ፡ ዋስትና ፡
ሰለ ፡ አስተዳዳሪነት ፡ ይናገራል ።

፱፻፹፰ ልቃሕሰ ፡ ዘብት ፡ ያለቲ ፡ እምእዝማዳሃ ፡
ለምጽዋት ፡ ዘእዘዘ ፡ ባቲ ፡ እግዚአብሔር ፡ ወከ
ልእ ፡ ከመ ፡ እይእበይ ፡ ኪያሃ ፡ በቃሉ ፡ ዘው
ሰተ ፡ ወንጌል ፡ ዘይቤ ፡ ለቅሑ ፡ ወእትምትና ፡
ተሰፋሁ ፡ ለ፩ዱሂ ፡ ወብሂሎተኒ ፡ ለዘፈተይ ፡
ይትሉቃሕ ፡ እምኔዘ ፡ እትከልእ ።

፱፻፹፰ ብድርሰ ፡ እግዚአብሔር ፡ እርሷን ፡ ካዘዛት ፡
ከምጽዋት ፡ ወገን ፡ የምትሆን ፡ ሰጠታ ፡ ናት ።
እበድሩ ፡ የእንዲንሰ ፡ እንኳ ፡ ተሰፋ ፡ እትቀ
ረጠ ፡ ብሎ ፡ ዘወንጌል ፡ በተናገረው ፡ ቃሉ ፡
እርሷን ፡ እንቢ ፡ እንዳይል ፡ ከሰከሰ ። ከእንተ ፡
ሊበደር ፡ የሚሻውንም ፡ አትከልከለው ፡ በማ
ለቲ ። (ማቱ ፡ ፭ ፡ ፵፪) ።

፱፻፹፱ ወእሰተሐምሞሂ ፡ በእንተ ፡ ፈደዩ ፡ ልቃሕ ፡
ድልው ፡ ውእቲ ፡ ወፈድዮተኒ ፡ በገዘ ፡ ዘይትከ
ዘላ ፡ ሕግ ፡ ውእቲ ፡ በከመ ፡ ያቤ ፡ ዳዊት
ነበይ ፡ “ይትሉቃሕ ፡ ንጥእ ፡ ወእይፈዲ ፡
ጸድቅሰ ፡ ያምሕር ፡ ወይሁብ” ። ወተግግሦ ፡
ላሰሰ ፡ ተሉቃሕ ፡ እሰከ ፡ ያረከብ ፡ ዘይፈደዮ ፡
ድልው ፡ ውእቲ ፡ ሎቲ ፡ በከመ ፡ ያቤ ፡ እግዚ
አብሔር ፡ ሊትትኅሥሥ ፡ እምዘ ፡ ያነሥእ ፡
ንዋየከ ፡ ወእታገብሮ ፡ በእንተ ፡ ግብር ፡ ተጽ
ናሱ ። ወእንበረ ፡ በእንተእሁ ፡ ምሳሌ ፡ እግዚ
እነ ፡ በገብር ፡ ዘእገበሮ ፡ ለበዓለ ፡ ዕዳሁ ።

፱፻፹፱ ብድርንም ፡ ለሰመከፈል ፡ መትጋት ፡ ተገቢ ፡
ነው ። በሚቻልበትም ፡ ጊዜ ፡ መከፈል ፡ ሕግ
ነው ። ኃዮእ ፡ ተበድሮ ፡ እይከፍልም ። ጸድቅ ፡
ግን ፡ ይራራል ፡ ይሰጣልም ፡ ብሎ ፡ ነበይ ፡ ዳዊት ፡
እንደተናገረ ። (መዝ ፡ ፱፯ ፡ ፳፱) ፡ የሚከፍለው ፡ እሰ
ኪያኝ ፡ ድረስ ፡ በተበዳሪ ፡ ላይ ፡ መታገሥ ፡ ለእበ
ዳሪ ፡ ያገባዋል ። ገንዘብህን ፡ ከወሰደ ፡ ሰው ፡ እትፈ
ላለግ ፡ ሰለችግሩም ፡ እታሰገድደው ፡ ብሎ ፡ እግዚአ
ብሔር ፡ እንደተናገረ ። (ዘዳ ፡ ፲፭ ፡ ፫) ። ስለዚህም ፡ ጌ
ታችን ፡ ባለዕዳውን ፡ ባሰገደደው ፡ ባረያ ፡ ምሳሌ ፡
ተናገረ ። (ማቱ ፡ ፲፰ ፡ ፳፯ ፡ ፱፻) ።

አንቀጽ፡ ፳፮።

ሰለ፡ ብድር።

፱፻፶ ወልቃሕሰ፡ ያደሱ፡ ከመ፡ ያኩን በእግዝ፡
እው፡ በትሕቢት፡ እው፡ በመድኅን፡ እው
በመጽሐፍ፡ እንተ፡ ውሰቱታ፡ ሰማሶት ።
ወናቡ፡ ያብቀሶ፡ በእንቲእሃ፡ ጽሕፈተ
እደሁ፡ ለዘተለቅሐ፡ እው፡ በዘይቀውም
ላሶለ፡ አሚኖቱ፡ ባሕቲቱ፡ ወሰማሶትት
ድልው፡ በጽሕፈት ። ወይኩን፡ ፍጡን፡ እው
በሰድሜ፡ ወፈድሃ፡ ልቃሕሰ፡ ያደሱ፡ ከመ፡
ያኩን፡ በጊዜው፡ እመ፡ ተንሥሃ፡ ወይደሱ፡
ዓዲ፡ ቅድመ፡ ተንሥሃ፡ ጊዜ፡ ተከዘሎ ።

፱፻፶፩ ወይኩን፡ እምንዋዩ፡ ልቃሕ፡ እው፡ እምግጥ፡
በጊዜ፡ ፈድዶ፡ ዘተከዘሎ፡ እምኒሆመ፡ እምተ
ለቅሐት፡ እው፡ እምግብር፡ ካልእ፡ ግጥ፡
ዘከሐ፡ ጊዜ፡ ፈድዶ፡ መጠን፡ ልቃሕ ። ወለ
እመ፡ ተገብረ፡ በበዶን፡ ዘንቱ፡ ትእዛዝ፡ ይት
ገበር፡ ከማቡ ። ወለእመ፡ ይቤ፡ ተለቃሐ፡
ኅጣእኩ፡ ከሃለ፡ በእንተ፡ ፈድሃ፡ ሶዳ፡ ያደሉ፡
ለለቃሐ፡ ከመ፡ ያንግእ፡ እምዘ፡ ረከበ፡ እም
ንዋዩ፡ በትእዛዝ፡ ፈታሐ፡ ወበዘመርዑ፡
ውእተ፡ ሰብእ፡ ምእመናን፡ በፍትሕ፡ ወበሐ
ሳብ፡ ለእመ፡ ኅረሃ፡ ዘንተ፡ ተለቃሐ፡ ወእ
መኒ፡ እኅረሃ፡ ወለእመ፡ ከሕደ፡ ተለቃሐ፡
ዘበ፡ ላሶሌው፡ ሶዳ፡ ወተከሥተ፡ እምድኅረ፡
ዝንቱ፡ መጽሐፈ፡ ሰምሶ፡ ዘዋር፡ እደደሉ፡
ድኅግልቱ፡ ሎቱ፡ ከይሃ፡ ስላ፡ ያንሥእ፡ ነሱሎ
እምኒቡ ።

፱፻፶፪ ወዘሃ፡ ከሕዶ፡ ለበዓለ፡ ሶዳው፡ በዘበለው፡ ላሶ
ሊቡ፡ ወመሐለ፡ ሎቱ፡ ወእመ፡ ቆሙ፡ ሰማሶ
ታት፡ ላሶሊቡ፡ ያደልዎ፡ ከመ፡ ያፍዲ፡ ህዩ
ንተ፡ ዝንቱ፡ ምክሶቢተ ። ወእመሰ፡ እምን፡
በጊዜ፡ መሐላ፡ እምድኅረ፡ ከሕደ፡ ድኅን፡
እምተገሥሥተ፡ ምክሶቢት ። ወዘኅሃ፡ በን
ግእ፡ አኅዝ፡ ሶበ፡ ኮን፡ እምዘ፡ ቡቱ፡ ዓሰብ፡
ወፍሬ፡ ነሱሎ፡ ዘበጽሐ፡ ኅበ፡ እደሁ፡ ለለ
ቃሐ፡ በእንተ፡ ዝንቱ፡ ያደሉ፡ ያትኑለቀ፡
ላሶሊቡ፡ በእምጣን፡ ሶዳው ።

፱፻፶፫ ወበእንተ፡ ርድሰ፡ ያደልወን፡ ከመ፡ ኅርኅቅ፡
እምኒቡ፡ እሰመ፡ ሕግ፡ እምላካዊ፡ ናቡ፡
ከልእ፡ እምኒቡ፡ ወለእመ፡ ንሥእ፡ ጅዲሃ፡
ንዋዩ፡ በምንትኒ፡ ግብር፡ እምግብራት፡ ወው
እቱ፡ ያከውን፡ እምን፡ ልቃሐ፡ ወለእመ፡
ተፈድሃ፡ እምበዓለ፡ ሶዳው፡ ያደልዎ፡ እግብ
አተ፡ አኅዝ፡ ኅበ፡ በዓለ፡ ዘከሐው፡ ወለእመ፡

፱፻፶፬ ብድርሰ፡ በመደግ፡ ወይም፡ በዋሰትና፡ ወይም
በመድን፡ ወይም፡ ምስክርች፡ ባለብት፡
ጽሑፍ፡ ሊሆን፡ ያገባል ። የተበዳሪ፡ የእጅ፡
ጽሕፈት፡ እነሆ፡ ስለእርሷ፡ ይጠቅማል ።
ወይም፡ በመተማመን፡ ብቻ፡ በሚጸና፡ ገን
ዘብ፡ ነው ። ምስክርችም፡ ሊጸፉ፡ ያገባል ።
ፈጥና፡ ወይም፡ በቀጠር፡ ያሁን፡ ብድር፡
መክፈልሰ፡ በተፈለገ፡ ጊዜ፡ ሊሆን፡ ያገባል ።
ዳግመኛም፡ በተቻለው፡ ጊዜ፡ ከፍላጎቱ፡ እስ
ቀደሞ፡ መክፈል፡ ያገባል ።

፱፻፶፭ ከብድር፡ ገንዘብ፡ ወይም፡ ከእነርሱ፡ ወገን፡
ከብድር፡ የተቻለውን፡ በመክፈል፡ ጊዜ፡ ከዋ
ጋው፡ ወይም፡ በብድሩ፡ ልክ፡ በሚከፍል
በት፡ ጊዜ፡ ከሌላው፡ ሥራ፡ ከዋጋው፡ ያሁን ።
ስለዚህ፡ ነገር፡ ውል፡ በይረግ፡ እንደዚሁ፡
ያሁን ። ተበዳሪ፡ ብድርን፡ ስለመክፈል፡
ችሎት፡ አሳቡ፡ ቢል፡ በዳኛ፡ ትእዛዝ፡ ምእ
መናን፡ ሰዎችም፡ በፍርድና፡ በግምት፡ በወ
ሰኑ፡ ገንዘብ፡ ተበዳሪ፡ ቢወድም፡ ባይወ
ድም፡ ካገኘው፡ ከገንዘቡ፡ ያቀበል፡ ዘንድ፡
ለእበዳሪ፡ ያገባዋል ። ተበዳሪ፡ ያለበትን፡
ሶዳ፡ ቢክድ፡ ከዚህ፡ በኋላ፡ የያዘው፡ የምስ
ክር፡ ያብዳቤ፡ ቢመሰክርበት፡ እርሷን፡ ከቁ
ጥር፡ ሊያገቡለት፡ አይገባም ። ሁሉን፡ ከእርሱ፡
ይውሰዱ፡ እንጂ ።

፱፻፶፪ ስለ፡ አለበት፡ ሶዳ፡ ባለሶዳውን፡ የካደ፡ በም
ልለትም፡ ምስክርች፡ በመሰከሩበትም፡ ስለ
ዚህ፡ ባጠፈታ፡ ሊከፍል፡ ያገባዋል ። ከካደ፡
በኋላ፡ በመሐላ፡ ጊዜ፡ ቢያምን፡ ግን፡ እጠ
ፈታ፡ ከመክፈል፡ ዳን ። መደግ፡ በመደዝ፡
የሆነውም፡ ዋጋና፡ ፍሬ፡ ካለው፡ ወገን፡
ቢሆን፡ በእበዳሪ፡ እጅ፡ የደረሰው፡ ሁሉ፡ ስለ
ዚህ፡ በሶዳው፡ ሊቆጠር፡ ያገባል ።

፱፻፶፫ ስለ፡ እራጣ፡ ግን፡ ከእርሱ፡ ልንርት፡ ይገ
ባናል ። እምላካዊ፡ ሕግ፡ ከእርሱ፡ ከልክላ ልኛ፡
እንደ፡ ለው፡ እንኳ፡ ከሥራ፡ በማናቸውም፡
ሥራ፡ ገንዘብ፡ ቢቀበል፡ እርሱ፡ ከብድሩ፡
ወገን፡ ያከፍላል ። ከበዓለ፡ ሶዳው፡ ቢቀበል፡ መደ
ግውን፡ ለባለቤቱ፡ መመለሰ፡ ይገባዋል ።
በብድሩ፡ ላይ፡ ቢጫምገም፡ ጭማሪውን፡

አንቀጽ፡ ፳፯።

ሰለ፡ ብድር።

ወሰከ፡ ላሶለ፡ ልቃሐ፡ ይደልም፡ አግብሎት፡
ውሳኔ፡ ወነሱ፡ ዘአጥፋለ፡ እምንዋየ፡ ዓሰቡ፡
እው፡ እምኔጠ፡ ፍሬው፡ ቦቱ፡ ይትጋሠሥም።
ወይደልም፡ ከመ፡ ይሰቀብ፡ አንዘ፡ በከመ፡
የባቅብ፡ ንዋየ፡ ዘአው። ወለእመ፡ ተኅየለ፡
አምኔው፡ ሰብ፡ አቀመ፡ አኅዜ፡ ሰማሱት፡
ከመ፡ ውእቱ፡ አይጥፋለ፡ ኪያው፡ አይደልም፡
ከመ፡ ይፍዲ፡ ወእመ፡ አኮሰ፡ ይደልም፡ ለዘእ
ኅዘ፡ ከመ፡ ያግብእ፡ በጊዜው፡ እው፡ ቱመቶ፡
ለዘተኅየለ፡ እምኔው። ወእመ፡ ኮነ፡ ዘተሰነ
እው፡ በሥርዓተ፡ ውሳኔ፡ ለእመ፡ ጠፋለ፡ እም
ዘይደልም፡ ለዘእኅዘ፡ ቅድመ፡ እኅዞቱ፡ እም
ጊዜ፡ ተወፍዮቱ፡ ረቃሐ፡ ይፍታሕ፡ ላሶለ፡
ሥርዓተ፡ ውሳኔ።

ወሰብ፡ ተኅየለ፡ አንዘ፡ ወእመ፡ ኮነ፡ ግጠ፡
ዘአው፡ ፅሩየ፡ ምሰለ፡ ልቃሐ፡ ተአተተ፡ ተኅ
ሥም፡ እማክክሊሆመ። ወእመ፡ ኮነ፡ ዘይረደ
ፍድ፡ ይለም፡ ለሌቃሐ፡ ዘአኅዘ፡ ከመ፡ የባብ፡
ፍጽሜ፡ ግጠ፡ ንዋየ፡ ለአኅዘ። ወለእመሰ፡
ኮነ፡ ውሐይ፡ ይደልም፡ ለተሌቃሐ፡ ራጽሞተ፡
ልቃሐ፡ በጊዜ፡ ዘይደሉ፡ ወለዘተለቅሐሂ፡ ይደ
ልም፡ ከመ፡ ይትጋሠሥ፡ ወያሰተዋሶለ፡ ላሶለ፡
አኅዘ።

ወሰብ፡ ተሰነእው፡ ከመ፡ ሰእመ፡ ዘጽሐ፡
ሶድሜ፡ ተራደዮ፡ ይግጥም፡ ለአኅዘ፡ ይነጥን፡
ዘንቱ፡ ወአይደልም፡ ለአኅዘ፡ ከመ፡ ይግጥ፡
ኪያው፡ በሕጻጽ፡ እምግጠ፡ ዘአው፡ ወአይ
ወልሞ፡ እንበለ፡ ቅእዛዘ፡ መኩንን። ወእም
ከመ፡ ግጠ፡ በባሕቲቲ፡ በዘየሐጽጽ፡ አም
ግጠ፡ ይትጋሠሥ፡ ፍጽሜ፡ ሜጥ፡ ወይነጥን፡
ሐሳብ፡ ግጠ፡ በከመ፡ ቃሉ፡ ለዘአኅዘ፡ ምሰለ፡
መሐላሁ።

ወእምጣን፡ ዘለው፡ አኅዘ፡ ሀልው፡ ኅዘ፡ ለቃሐ
እው፡ ኅዘ፡ ወራሲው፡ ይለው፡ አግብሎቱ፡ ለበ
ዓለ፡ ዘአው፡ ሰብ፡ ይረዲ፡ ዘተለቅሐ፡ ዘአን
በለ፡ ይእመ፡ ለእመ፡ አቅደመ፡ ሥርዓተ፡
ውሳኔ፡ በሶድሜ፡ እመጥ። ወለእመ፡ ኅላፊ፡
ይደልም፡ ለሌቃሐ፡ ከመ፡ ይምልክ፡ ዘአኅዘ፡
ሀየንተ፡ ሜጠ፡ ለሌቃሐ፡ ዘንቲኒ፡ ለእመ፡
ኮነ፡ ግጠ፡ ፅሩየ፡ ምሰለ፡ ልቃሐ።

ወለእመ፡ ሞተ፡ ምንቲኒ፡ እምአኅዘ፡ እው፡
አግንዞ፡ አኃዘሁ፡ እው፡ መጽውቶ፡ እው፡

መመለስ፡ ይገባዋል። ከዋጋው፡ ገንዘብ፡
ወይም፡ ከፍሬው፡ ዋጋ፡ ያጠፋውን፡ ቡሉ፡
ከእርሱ፡ ይረዳጉ። (ይጠብቁ)።

ገንዘቡን እንደሚጠብቅ፡ አድርጎ መያዣውን፡
ሊጠብቅ፡ ይገባዋል። ከእርሱም፡ በታጣ፡
የያዘው፡ ሰው፡ እርሱ፡ መያዣውን፡ እንዳለ
ጠፋ፡ ምስክር፡ በጠራ፡ ሊከፋል፡ አይገባውም
ያም፡ ባይሆን፡ ግን፡ ለያዘው፡ ሰው፡ በጊዜው፡
ሊመልስ፡ ወይም፡ ከእርሱ፡ የጠፋውን፡
መሰል፡ ሊሰጥ፡ ይገባዋል። በውሳኔ፡ ሥራት፡
የተሰማመ፡ በሆኑ፡ ከመያዣ፡ አስቀድሞ፡
ከሚገባው፡ ከያዘው፡ ሰው፡ በጠፋ፡ ከተቀ
በለበት፡ ጊዜ፡ ጀምሮ፡ ዳኛው፡ በውሳኔው፡
ሥራት፡ ይፍረድ።

መያዣ፡ በጠፋ፡ ጊዜ፡ ዋጋው፡ ከብድሩ፡ የተ
ካከለ፡ በሆነ፡ ከመካከላቸው፡ ከርክር፡ ተወ
ገደ። የሚበልጥ፡ በሆነ፡ ለያዘ፡ አበዳሪ፡ የመ
ያዣውን፡ ዋጋ፡ ገንዘብ፡ ራጽሞ፡ ሊሰጥ፡ ይገ
ባዋል። ጥቂት፡ በሆነ፡ ግን፡ ተበዳሪ፡ በሚ
ገባ፡ ጊዜ፡ ብድሩን፡ መጨረስ፡ ይገባዋል።
ለተበዳሪም፡ መያዣውን፡ ሊረዳልግና፡ ሊያወ
ጣጣ፡ ይገባዋል።

የሚከፈልበት፡ ጊዜው፡ በደርሰ፡ መያዣውን፡
ይሸጡት፡ ዘንድ፡ በሰማመ፡ ይዘ፡ ይሁን።
መያዣ፡ ለያዘ፡ ሰው፡ ከዋጋው፡ በማጥደል፡
እርሱን፡ ሊሸጥ፡ አይገባውም። ያለዳኛም፡
ትእዛዝ፡ አይለውጥ። ብቻውን፡ ከዋጋው፡
በሚያንስ፡ በሸጠው፡ የዋጋውን፡ መጨረሻ፡
ይረዳግ። የዋጋውም፡ ግምት፡ ከመሐላ፡ ጋራ፡
አንድ፡ ያዢ፡ ቃል፡ ይሁን።

መያዣ፡ በአበዳሪ፡ ዘንድ፡ ወይም፡ በወራሹ፡
ዘንድ፡ የኖረውን፡ ያህል፡ ኑር፡ ተበዳሪ፡ በሚ
ከፍልበት፡ ጊዜ፡ ለባለ፡ ገንዘቡ፡ መመለስ፡
ተገባ። በታወቀ፡ ጊዜ፡ የውሳኔውን፡ ሥራት፡
በያስቀድመ፡ ነው፡ እንጂ። በያልፍ፡ ስለ
ብድሩ፡ ዋጋ፡ የያዘውን፡ አጅ፡ ያደርግ፡ ዘንድ፡
ለአበዳሪ፡ ይገባዋል። ይሸውም፡ ዋጋው፡
(መያዣው)፡ ከብድሩ፡ ጋር፡ ስኩል፡ በሆነ፡
ነው።

ከመያዣው፡ ወገን፡ ምንም፡ በሞት፡ ወይም፡
ያዢ፡ ነፃ፡ በያወጣው፡ ወይም፡ በመጸው

አንቀጽ ፡ ፳፮ ፡

ሰለ ፡ ብድር ፡

ጉለቶ ፡ ያለው ፡ ከመ ፡ የሀብ ፡ ዘዮንቱሀ ፡ ማጠ ፡
ዚአሁ ፡ አው ፡ ፈድሮ ፡ ልቃሕ ፡ ወለእመ ፡ ኮነ ፡
ሶኑሰ ፡ ዘኢይትከሀሎ ፡ ፈድሮ ፡ ግሶዛን ፡ ወኢ ፡
ዘምጽዋት ፡ ወኢ ፡ ዘጉልት ፡ ዘእንዘለ ፡ እምድ ፡
ኅረ ፡ ፈድሮ ፡ ልቃሕ ፡ ኢይደሉ ፡ ሎቱ ፡ ከመ ፡
ይሥራቆ ፡ ላዕለ ፡ አኅዝ ፡ ዘዘይዘጥል ፡ በቀዳተ
ለቃሕ ፡ ዘገዜሁ ፡ ዘከመ ፡ ማጥ ፡ ወሀብት ፡
ወእመ ፡ አኮ ፡ ዘዘየሐገገግ ፡ አኅዝ ፡ ከመ ፡
ነግቶ ፡ ሐዕር ፡ ወይደሉ ፡ ሎቱ ፡ ከመ ፡ ያር
ከብ ፡ በቀዳተ ፡ ቦቱ ፡ በዘኢይረከቦ ፡ ሕሠም ፡
ለአኅዝ ፡ ዘከመ ፡ ፍራይቲሁ ፡ ወተዋልዶቱ ፡
ወተዓሰዞት ፡ ለእመ ፡ ኮነ ፡ ተዓሰዞቱ ፡ ካልአ ፡
እምነ ፡ ሶድሚሁ ፡ ለልቃሕ ፡ ዘእንዘለ ፡ አመ ፡
ተወሰነ ፡ ዝንቱ ፡

ተው ፡ ወይም ፡ ቢጉልተው ፡ ስለእርሱ ፡ ፈንታ ፡
ዋጋውን ፡ ሊሰጥ ፡ ወይም ፡ ብድሩን ፡ መከፈል ፡
ይገባዋል ፡ ነፃ ፡ የወጣውን ፡ የተመጸውተው
ንም ፡ የተጉለተውንም ፡ ብድርን ፡ ከመከፈል ፡
በኋላ ፡ ካልሆነ ፡ በቀር ፡ መከፈል ፡ የማይቻለው
ድኃ ፡ ቢሆን ፡ በጊዜው ፡ የበዳሪ ፡ ጥቅም ፡ ስለ
ሚጠፋ ፡ በመያዣው ፡ ሊሠራዘት ፡ አይገባ
ውም ፡ ይኸውም ፡ እንደዋጋ ፡ አንደ ፡ ስጦታ ፡
ያለ ፡ ነው ፡ ያም ፡ ባይሆን ፡ መያዣ ፡ በሚጉ
ድል ፡ ገንዘብ ፡ አጥርን ፡ እንደማፍረስ ፡ ነው ፡
መያዣውን ፡ ጉዳት ፡ በማያገኘው ፡ ገንዘብ ፡
በእርሱ ፡ ጥቅም ፡ ያገኝበት ፡ ዘንድ ፡ ይገባ
ዋል ፡ ይኸውም ፡ እንደፍሬው ፡ እንደመ
ዋለዱ ፡ እንደ ፡ ኪራዩ ፡ ነው ፡ ኪራዩ ፡ ከብድሩ ፡
ጊዜ ፡ ሌላ ፡ ቢሆን ፡ ያዘ ፡ በተወሰነበት ፡ ጊዜ ፡
ነው ፡ እንጂ ፡

፱፻፺፱ ወኢይደሉ ፡ ከመ ፡ ያረሰዩ ፡ አኅዝ ፡ ዘኢይዳኒ ፡
ሚጠ፡ ዘከመ ፡ ገብር ፡ ግዑዝ ፡ ወከመ ፡ ቤት ፡
ዘጉለቱ ፡ ኪያሁ ፡ ለካልእ ፡ ወዘፍጡነ ፡ ያማሰን
እምቅድመ ፡ ሶድሚሁ ፡ ለፈድሮ ፡ ልቃሕ ፡
ወእመ ፡ ተገኢዞ ፡ ከልኢዮሙ ፡ ዘእንተ ፡ ተወ
ሎተ ፡ አኅዝ ፡ ይኮን ፡ በከመ ፡ ቃሉ ፡ ለእ
ኃዘ ፡ ምሰለ ፡ መሐላሁ ፡ ወለእመ ፡ ያዘ ፡ ከመ ፡
ውእቱ ፡ አግብአ ፡ ኅበ ፡ አግዚኡ ፡ ኢይትወ
ከቶ ፡ ቃሉ ፡ ወእመኒ ፡ ፈድፈድ ፡ ንዋዩ ፡ አኅዝ ፡
እምድኅረ ፡ አኅዝ ፡ ኢይገእ ፡ እምአደሁ ፡ ለዘ
አኅዝ ፡ አመኒ ፡ ዙለንታሁ ፡ ወኢመንፈቁ ፡
ወለእመ ፡ ተሰነአወ ፡ ከመ ፡ የሀሉ ፡ ውስተ ፡
አደ ፡ ዘእንዘም ፡ አው ፡ ውስተ ፡ ፩ዱ ፡ ምእ
መን ፡ ያደሉ ፡ ላዕሌሁ ፡ ከመ ፡ ይግበር ፡ ቦቱ ፡
በከመ ፡ ፈጸሙ ፡ ተሰናዝዎ ፡ ላዕለ ፡ ዘተወሰነ፡
ወኢይደሉ ፡ ከመ ፡ ይኮኑ ፡ ለቃሕ ፡ ወተለቃሕ
ወዘተአመንምሃ ፡ ሥሉጣን ፡ ላዕለ ፡ አኅዝ ፡ ዘእ
ንዘለ ፡ ዘከመ ፡ ያደሉ ፡ ሥርዓቱ ፡ ወፍትሐ ፡
ወራሲሁ ፡ ለእኃዘ ፡ አኅዝ ፡ ወለዘሃ ፡ ተለቅሐ ፡
እምድኅረ ፡ ምቶሙ ፡ ውእቱ ፡ ወከማሁ ፡ አለ ፡
ጸሐፍ ፡ ሎሙ ፡ በጊሐፈ ፡ ትእዛዝ ፡ በእንተ ፡
አኅዝ ፡ ወእለሃ ፡ እኩነንምሙ ፡ በአኅዘ ፡ ሶዳ ፡
በውስተ ፡ ፍትሐ ፡ ወከማሁ ፡ ለአለ ፡ ሀለወ ፡
ታሕተ ፡ ሕፅንኒ ፡ በሕይወቶሙ ፡ ወእምድኅረ ፡
ምቶሙ ፡ ወከማሁ ፡ ለፈታሕኒ ፡ እምድኅረ ፡
ተኃጥአቶሙ ፡ ለገከራን ፡

፱፻፺፱ ዋጋው ፡ ጥሩ ፡ ያይደለውን ፡ መያዣ ፡ ሊያደ
ርጉ ፡ አይገባም ፡ ይኸውም ፡ ነፃ ፡ እንደወጣ ፡
ባሪያ ፡ እርሱን ፡ ለሌላ ፡ እንደጉለተት ፡ ቤት ፡
ብድሩ ፡ ከሚከፈልበት ፡ ጊዜ ፡ አስቀድሞ ፡
ፈጥኖ ፡ እንደሚጠፋ ፡ ያለ ፡ ነገር ፡ ነው ፡ ስለመ
ያዣው ፡ መለወጥ ፡ ሁለቱ ፡ ቢጣሉ ፡ ከመሐላ
ው ፡ ጋር ፡ እንደያዡ ፡ ቃል ፡ ይሁን ፡ እርሱ ፡
ወደጌታው ፡ እንደመለሰ ፡ ቢናገር ፡ ቃሉን ፡ አይ
ቀበሉት ፡ ከያዘው ፡ በኋላ ፡ የመያዣው ፡ ገን
ዘብ ፡ ቢበዛ ፡ መላውም ፡ ቢሆን ፡ እኩሌታውም
ቢሆን ፡ ከያዥ ፡ አጅ ፡ አይውጣ ፡ ባሰያዙት ፡
ሰው ፡ እጅ ፡ ወይም ፡ ከምእመናን ፡ በአንዱ ፡
እጅ ፡ እንዲኖር ፡ በሰማሙ ፡ በተወሰነው ፡ ላይ ፡
ስምምነትን ፡ እንዳደረጉ ፡ ሊያደርግ ፡ ይገባል ፡
አበዳሪና ፡ ተበዳሪ ፡ አማኙም ፡ ሥራቱ ፡ እንደ
ሚገባ ፡ ካልሆነ ፡ በቀር ፡ በመያዣው ፡ ሊሰለጥ
ኑበት ፡ አይገባም ፡ ከሞቱ ፡ በኋላ ፡ መያዣውን
የያዘና ፡ የተበዳሪ ፡ የወራሽ ፡ ፍርድ ፡ ያዘ ፡
ነው ፡ ስለመያዣ ፡ የትክዛዝ ፡ ደብዳቤ ፡ የጸ
ፈላቸውና ፡ ሶዳውን ፡ በመያዝ ፡ የሾማቸው ፡
በፍርድ ፡ ጊዜ ፡ አንደዚሁ ፡ ነው ፡ በሕይወታቸ
ውና ፡ ከሞታቸው ፡ በኋላ ፡ በምግዚት ፡ ስር ፡
ላሉ ፡ እንዲሁ ፡ ነው ፡ እኒህ ፡ የተጠሩት ፡
(የተጠቀሱት) ፡ ከመታጣታቸው ፡ በኋላ ፡ ለዳ
ኛውም ፡ አንዲዘ ፡ ነው ፡

፩ሺ መከ ፡ ማወጃቱ ፡ ወዘሎቱ ፡ ንዋይ ፡ ኅበ ፡

፩ሺ መከ ፡ ማጅ ፡ ከሌላ ፡ ዘንድ ፡ ገንዘብ ፡ ያለው ፡

ካልእ ፡ ወእ-ነሠሦ ፡ እሰከ ፡ ሕ ፡ ዓመት ፡ እ.ይ. ደልፎ ፡ እምድህረ ፡ ዝነቱ ፡ ተመዶጦ ፡ ከመ ፡ ያጎሥሦ ፡ ኢ ፡ ሙእቱ ፡ ወእ. ፡ ወልዱ ፡ ወከ ማዑ ፡ ያደሉ ፡ በግብረ ፡ ምግብኒ ፡ ወለእመ ፡ ሀሎ ፡ በእደ ፡ ሰካዩ ፡ እጎዝ ፡ ወእ.ወሰእ ፡ እም እደጡ ፡ ኅዘ ፡ ቅንዩተ ፡ ካልእ. ፡ ሎቱ ፡ ያደሉ ፡ ከመ ፡ ያጎሥሥ ፡ ንዋዩ ፡ እው ፡ ከመ ፡ ያን ማእ ፡ እጎዝ ፡ ዘእጎዝ ፡ ወእመ ፡ ወሰእ ፡ እጎዝ ፡ እምእደጡ ፡ ኅዘ ፡ ካልእ. ፡ እ.ይ.ደሉ ፡ ወከመዝ ፡ ነገር ፡ ያደሉ ፡ ሰከሉ ፡ ተጎሥሦተ ፡ ስዳ ፡ ወር ስታት ፡ ወኮነኔያት ፡ ወሕገጋት ፡ ወተሳትፎ ታት ፡ ወትፅግልታት ፡ ወውሳንያተ ፡ ምድር ፡ ወዓዘቅት ፡ ወሙኤዘ ፡ ማዶ ፡ በውስተ ፡ ቤት ፡ ወዘገር ፡ ወጎነታት ፡ ወዘይመስሎ ፡ ለዝነቱ ፡ እ.ይ.ደልፎ ፡ ለክዱ ፡ ከመ ፡ ያትጎሥሥ ፡ እም ድህረ ፡ ሕ ፡ ዓመት ፡ ወእመኒ ፡ ፈቀደ ፡ ተጎ ሥሦ ፡ ኢ.ይ.ፍትሔ ፡ ሎቱ ፡ በገነቱ =

፩ሸ.፩ መከ ፡ ሸፀቱ ፡ ወእብኒ ፡ እ.ይ.ትእጎዝ ፡ በስዳ ፡ ልታሐ ፡ ወልዱ ፡ ለእመ ፡ እ.ነጎ ፡ ዘተሰትሐ ፡ በትእዛዘ ፡ ዘእው ፡ ወእ.ይ.ትእጎዝ ፡ ብእሲ ፡ በልቃሐ ፡ ንዋዩ ፡ እመ ፡ ወእጎ. ፡ በእጎዝ ፡ ወእ. ፡ በእበ ፡ ብእሲቱ ፡ ዳእመ ፡ እመ ፡ ተሐበ ሦመ ፡ ያፋዳ =

፩ሸ.፪ ወበእንተ ፡ ሕበትሰ ፡ ወእድጎኖ ፡ ሎመ ፡ ቺቱ ፡ ፍናዋት ፡ እድጎኖሰ ፡ ዘነፍሰ ፡ ወእቱ ፡ ወተሐ ብዮ ፡ ዘንዋዩ ፡ ወተሐብዮሰ ፡ ዘንዋዩ ፡ ለዘተወ የቀ ፡ ንዋዩ ፡ ወሥርጎቱ ፡ ለዘከመዘ ፡ ያጎኒ ፡ ትሕቢቱ ፡ ወእመ ፡ ኮነ ፡ ዘተሐበዮ ፡ ሎቱ ፡ ማእምረ ፡ እው ፡ በብደ ፡ ያደሉ ፡ እንከ ፡ ተሐ ብዮ ፡ በትእዛዘ ፡ ዘእው ፡ ለዘተሐበዩዎ ፡ ወለእ መኒ ፡ ኮነ ፡ ዘእንበለ ፡ ትእዛዙ ፡ ወለእመ ፡ ተሐ ብዮ ፡ በትእዛዙ ፡ ያደሉ ፡ ተጎሥሦ ፡ እምኒው ፡ በከሉ ፡ ዘፈደየ ፡ በእንቲእው ፡ ወለእመሰ ፡ ተሐ ብዮ ፡ ዘእንበለ ፡ ትእዛዙ ፡ እ.ይ.ደሉ ፡ ተጎሥሦ ፡ እምኒው ፡ ዘእንበለ ፡ በዘፈደየ ፡ በእንቲእው =

፩ሸ.፫ ወነገረ ፡ ተሐብዮሰ ፡ ከመዘ ፡ ሙእቱ ፡ ከመ ፡ ያበል ፡ ተሐበዩክዎ ፡ እነ ፡ እገሌ ፡ ለእገሌ ፡ በከከመዘ ፡ ወከከመዘ ፡ ወሰእመ ፡ ያበ. ፡ ተሐ ብዩክዎ ፡ ለእገሌ ፡ በእንተ ፡ እገሌ ፡ ወሰእመ ፡ ቆመ ፡ ላዕሊው ፡ ስምዕ ፡ ያደሉ ፡ ሁቱ ፡ በው እቱ ፡ ገዜ ፡ ዘነጎ ፡ ተሐብዩ ፡ ወእኮ ፡ በዘእምን ፡ ቦቱ ፡ ዘተሐበዮ ፡ ዘእንበለ ፡ ስማሶት ፡ ወሰ እመ ፡ ያበ. ፡ ዘተሐበዮ ፡ ተሐበዩኮ ፡ ሙዝ. ፡

ሰው ፡ እሰከ ፡ ሕ ፡ ዓመት ፡ ባደረገው ፡ ከዚህ ፡ በኋላ ፡ እርሱም ፡ ቢሆን ፡ ልጁም ፡ ቢሆን ፡ ተመ ልሶ ፡ ሊጠድቅ ፡ እይገባውም ፡ በእስተዳዳሪነ ትም ፡ ሥራ ፡ እንደዚሁ ፡ ይገባል ፡ በከላሽ ፡ እጅ ፡ መያዣ ፡ ቢኖር ፡ ከእጁ ፡ ወደሌላው ፡ እጅነት ፡ ባይወጣ ፡ ለእርሱ ፡ ገንዘቡን ፡ ሊጠድቅ ፡ ወይም የያዘውን ፡ መያዣ ፡ ሊይዝ ፡ ይገባዋል ፡ መያ ገርው ፡ ከእጁ ፡ ወደሌላው ፡ ቢወጣ ፡ ሊጠድቅ ፡ አይገባም ፡ ስዳን ፡ ለመፈላለግ ፡ ሁሉ ፡ እንደ ዚህ ፡ ነገር ፡ ይገባል ፡ የርስትና ፡ የዳኝነት ፡ የሕግና ፡ የእንድነት ፡ ንግድ ፡ የቅማያ ፡ የም ድር ፡ ድንበር ፡ የጉድጓድ ፡ በቤትና ፡ በወገር ፡ በተክልም ፡ ቦታ ፡ ያለ ፡ የውዛ ፡ ቦዩ ፡ ያህን ፡ የመሰለውም ፡ ለእንድ ፡ ሰው ፡ ከሕ ፡ ዓመት ፡ በኋላ ፡ ሊጠድቅ ፡ እይገባውም ፡ ሊከራከር ፡ ቢወድም ፡ በዚህ ፡ እይፍረዱለት =

፩ሸ.፬ መከ ፡ ሸፀ ፡ እባት ፡ በልጁ ፡ ብድር ፡ ስዳ ፡ እይ ያዝ ፡ በእርሱ ፡ ትእዛዝ ፡ የተበደረ ፡ ካልሆነ ፡ በቀር ፡ ሰው ፡ በእናቱ ፡ ገንዘብ ፡ ብድር ፡ እይ ያዝ ፡ ወንድም ፡ በወንድሙ ፡ በሚሰጥም ፡ እዛት ፡ አይያዝ ፡ ነገር ፡ ግን ፡ ቢዋላቸው ፡ ይከ ፈል =

፩ሸ.፭ ስለዋሰትናና ፡ ስለመድን ፡ ግን ፡ ሁለት ፡ መንገዶች ፡ አሏቸው ፡ መድን ፡ የነፍሰ ፡ ነው ፡ ዋሰትናም ፡ የገንዘብ ፡ ነው ፡ የገንዘብ ፡ ዋሰ ትና ፡ ግን ፡ ገንዘቡና ፡ ውሳኔው ፡ ለተረጋገጠ ፡ ለእንደዚህ ፡ ላለው ፡ ዋሰትናው ፡ ያምራል ፡ ለእርሱ ፡ የተዋሰው ፡ ሰው ፡ እዋቂ ፡ ወይም ፡ አላዋቂ ፡ ቢሆን ፡ በሚዋሰኑት ፡ ሰው ፡ ትእዛዝ ፡ ያለ ፡ ትእዛዙም ፡ ቢሆን ፡ እንግዲህ ፡ መዋሰ ፡ ይገባል ፡ በትእዛዙ ፡ በዋሰው ፡ ስለእርሱ ፡ በከ ፈለው ፡ ሁሉ ፡ ከእርሱ ፡ መጠየቅ ፡ ይገባል ፡ ያለትእዛዙ ፡ በዋሰው ፡ ግን ፡ ከከፈለው ፡ በቀር ፡ ከእርሱ ፡ ስዳ ፡ መፈለግ ፡ እይገባም =

፩ሸ.፮ የመዋሰም ፡ ነገር ፡ እንዲህ ፡ ነው ፡ እኔ ፡ እገሌ ፡ ለእገሌ ፡ እንደዚህና ፡ እንደዚህ ፡ ባለ ፡ ነገር ፡ ተውሽዋለው ፡ ያል ፡ ዘንድ ፡ ነው ፡ ስለ ፡ እገሌ ፡ ለእገሌ ፡ ተውሽዋለው ፡ ቢል ፡ ምስክርም ፡ ቢመ ሰክርበት ፡ ዋሰ ፡ የሆነው ፡ ሰው ፡ በዚያ ፡ ገዜ ፡ መክፈል ፡ ይገባዋል ፡ ያለምስክር ፡ ዋሰ ፡ ባመ ነበት ፡ እይደለም ፡ የተዋሰው ፡ ሰው ፡ ተውሽ ሃለሁና ፡ ገንዘብህን ፡ ከባሕር ፡ ወይም ፡ ልብ

አንቀጽ፡ ፳፯።

ሰለ፡ ብድር።

ንዋዩከ፡ ውስተ፡ ባሕር፡ እው፡ እልባሲከ፡
ውስተ፡ እሳት፡ እይግኒ፡ ተሐብዮቲ፡ ለዘሰነ፡
ውስተ፡ ዝንቲ፡ እርእያ።

፩ሸ.፬ ወዘይደልም፣ ለሊቃሕ፡ ከመ፡ ይትጎሳሣ፡
ቅድመ፡ ለተሊቃሕ፡ ወለእመ፡ እራደያ፡
ይሐር፡ ወይትጎሳሣ፡ ለዘተሐበዮ። ወለእመ፡
ርንቀ፡ ተሊቃሕ፡ የሀቦ፡ ፈታሕ፡ ለተሐባዩ፡
ሶድሚ፡ ወለእመ፡ እረከቦ፡ በውእቲ፡ ሶድሚ፡
አሚሃ፡ ይስፋሕ፡ እደሀ፡ ለንግእ፡ ንዋዩ፡
ለዘተሐበዮ፡ ተሊቃሕ፡ በእምጣነ፡ ልቃሕ፡
ለእመ፡ ፈደያ። ወእመ፡ እኮሰ፡ ይስፋሕ፡
እደሀ፡ ለቃሕ፡ ንበ፡ ጥሪቲ፡ ለተሐባዩ፡ በእ
ምጣነ፡ ልቃሕ።

፩ሸ.፭ ወይደልም፡ ለሊቃሕ፡ ተጎሳሣቶሙ፡ ለተላ
ቃሕ፡ ወተሐባዩ። ወለተሐባዩኒ፡ ለእመ፡
ተሐበዮ፡ ካልዕ፡ ይደልም፡ ሎቲ፡ ተጎሳሣተ፡
ኮሎሙ፡ ወለእመ፡ ሞተ፡ ፩ዱ፡ እምኒሆሙ፡
ይደሉ፡ ቦቲ፡ ከመ፡ ይትጎሳሣ፡ እለ፡
ተርፋ፡ ወለእመ፡ መሐር፡ በኮሎ፡ እምኒ
ሆሙ፡ ወእስተደጎረ፡ ንሳሳሳ፡ ይድንን፡
ተሐባዩ፡ ወትደንር፡ ንሳሳሳ፡ ወእይትጎሳ
ሥም። ወእመ፡ ቦ፡ ዘተራደዮ፡ እምኒዕ፡
ውእተ፡ ልቃሕ፡ ተፀር። ተጎሳሣቶሙ፡ በእ
ንተእሀ፡ ለእለ፡ ተርፋ።

፩ሸ.፮ ወለእመ፡ ኮነ፡ እለ፡ ተሐበዮ፡ ብዩነን፡
ወለሊ፩ዱ፡ ፩ዱ፡ እምኒሆሙ፡ ያስተቃልሉ፡
ተዋሕሶቶ፡ ይደልም፡ ለዘንሥእ፡ ሕበቶሙ፡
ከመ፡ ይትጎሳሣ፡ እምነ፡ ኮሎሙ፡ ኮሎ፡
ንዋዩ። ወዘሂ፡ ንሥእ፡ እም፩ዱ፡ እምኒሆሙ፡
ይደልም፡ ለዝኮ፡ ፩ዱ፡ ከመ፡ ይትጎሳሣሙ፡
ለሊ፩ዱ፡ እምእለ፡ ተርፋ፡ ዘወሀበ፡ ለሊቡ፡
ፈድፋደ፡ እምነ፡ ዘይደሉ፡ ላዕሊሁ፡ መንፈቆ፡
ወራብሶተ፡ እድ፡ በእምሳለ፡ ለእመ፡ ኮነ፡
፱ተ፡ ወእኮነ፡ ፩ዱ፡ እምኒሆሙ፡ ዘያስተቃ
ልል፡ አላ፡ ኮሎሙ፡ ንበረ፡ እይደልምሙ፡
ለተሐባዩያን፡ ከመ፡ ይትጎሳሣ፡ ኮሎ፡ ለሊ
፩ዱ፡ እምኒሆሙ፡ ዘእንበለ፡ በዘይደልም፡
ውሂበ፡ ራብሶተ፡ እድ፡ ለእመ፡ ኮነ፡ ፱ተ።

፩ሸ.፯ ወለእመ፡ ገብረ፡ ስርቀ፡ ንግእ፡ ሞሕሰ፡
ምለለ፡ በዓለ፡ ንዋዩ፡ ዘተሐበዮ፡ ሎቲ፡ በእ
ንተ፡ ፩ዱ፡ እምንዋዩ፡ ድንን፡ ተሐባዩ፡ ወዘ
ተሐበዮሙ፡ ሎሙ፡ እምተጎሳሣተ፡ በዓለ፡
ዕዳ፡ ወይከውን፡ ተሐባዩ፡ ተጎሳሣ፡ ለዘተሐ

ስሀን፡ ከእሳት፡ ጣል፡ ቢል፡ በዚህ፡ ዓይነት፡
የሆነው፡ ሰው፡ ዋስትና፡ መልካም፡ እይደ
ለም።

፩ሸ.፱ ላበዳሪም፡ የሚገባው፡ እስቀድሞ፡ ተበዳሪን፡
መጠየቅ፡ ነው። ባይከፋል፡ ሂድ፡ ዋሱን፡ ይጠ
ይቀው። ተበዳሪ፡ ቢርቅ፡ ዳኛ፡ ለዋሱ፡ ቀን፡
(ቀጠር)፡ ይስጠው። በዚያ፡ ቀጠር፡ ባያገኘው
ከከፈለ፡ ዋስ፡ የሆነውን፡ የተበዳሪ፡ ገንዘብ፡
በብድሩ፡ ልክ፡ ለመውሰድ፡ ያንጊዜ፡ እጁን፡
ይዘርጋ። ይህም፡ ባይሆን፡ ግን፡ እበዳሪ፡ በብ
ድሩ፡ ልክ፡ ወደዋሱ፡ ገንዘብ፡ እጁን፡ ይዘ
ርጋ።

፩ሸ.፳ ለእበዳሪ፡ ዋሱንም፡ ተበዳሪውንም፡ መያዝ፡
ይገባዋል። ሌላ፡ ቢዋሰው፡ (የጠለፋ፡ ዋስ፡
ቢኖረው)፡ ሁሎቹንም፡ መያዝ፡ ይገባዋል።
ከእነርሱ፡ እንዱ፡ ቢሞት፡ የቀሩት፡ በዕዳው፡
ሊጠይቁት፡ ይገባል። ከእነርሱ፡ በሁሉ፡ ቢም
ረው፡ መፈለጉንም፡ ቢያቆይ፡ ዋሱ፡ ይዳን።
መያዙም፡ ትቆይ። እይፈላለጉት። ከእርሱ፡
ያን፡ ብድር፡ የተከፈለ፡ ሰው፡ ቢኖር፡ ስለእ
ርሱ፡ የቀሩት፡ ስዎች፡ ክርክር፡ ተቋረጠ።

፩ሸ.፳፩ ዋሶች፡ ብዙዎች፡ ቢሆኑ፡ ለእያንዳንዳቸው፡
ዋሰነታቸውን፡ ያስወርዱ። ዋሰነታቸውን፡
ለተቀበለ፡ ሰው፡ ገንዘቡን፡ ሁሉ፡ ከሁላቸው፡
ሊቀበል፡ ይገባዋል። ከእነርሱ፡ ወገን፡ ከእ
ንዱ፡ የወሰደም፡ ለእርሱ፡ ከሚገባው፡ እብ
ልጦ፡ እርሱ፡ የሰጠውን፡ እኩሌታውንና፡
አራት፡ እጁን፡ ከቀሩት፡ ስዎች፡ እያንዳንዱን፡
ሊጠይቁቸው፡ ለዚያ፡ ለእንዱ፡ ሰው፡ ይገባ
ዋል። ለምሳሌ፡ አራት፡ ቢሆኑ፡ ሁሉም፡ በእ
ንድነት፡ እንጂ፡ ከእነርሱ፡ ፩ዱ፡ የሚከፋል፡
እይደለም። አራት፡ ቢሆኑ፡ ከእነርሱ፡ እያንዳን
ዱ፡ አራተኛውን፡ እጅ፡ መስጠት፡ በሚገባው፡
ገንዘብ፡ ካልሆነ፡ በቀር፡ ሁሉን፡ ይከፋሉ፡
ዘንድ፡ ለዋሶች፡ እይገባቸውም።

፩ሸ.፳፪ ዋሰ፡ የጠራ፡ ከገንዘብ፡ ወገን፡ ስለእንዱ፡ ከተ
ዋሰው፡ ባለገንዘብ፡ ጋራ፡ ዕርቅ፡ ቢያደርግ፡
ዋሱ፡ ዳነ፡ ለእነርሱም፡ የተዋላቸው፡ ከበዓለ
ሶዳው፡ መፈላለግ፡ ዳነ። ዋሱ፡ በታረቀበት፡
ልክ፡ ለተዋሰው፡ ሰው፡ ተያዥ፡ ይሆናል።

፩ሺ.፳ ዕለት ፡ ሎቲ ፡ በእምጣን ፡ ዙተግረቀ ፡ ቦቲ ፡
 ወይደሉ ፡ ሥርግተ ፡ ሕብት ፡ በገቢረ ፡ ውሳኔ ፡
 ወይበል ፡ ተሐባዩ ፡ እን ፡ ተሐባዩነዎ ፡ ለእ
 ገሌ ፡ ከመዝ ፡ እስከ ፡ ኅበዝ ፡ ወማእዘኔ ፡ ያደ
 ልዎ ፡ ለተሐባዩ ፡ በንዋይ ፡ ከመ ፡ የቦብ ፡ ለዘተ
 ሐበዮ ፡ ሎቲ ፡ ከመ ፡ ያደግን ፡ እምዕዳ ፡

፩ሺ.፲፱ ወእመሰ ፡ ተሰንእወ ፡ ተሐባዩ ፡ ወንግኤ ፡
 ዋሕስ ፡ ላዕለ ፡ ንዋይ ፡ ያደልዎ ፡ ያፍዱ ፡ ተሐ
 ባዩ ፡ ንዋየ ፡ ንግኤ ፡ ዋሕስ ፡ ወይደልዎ ፡
 ቀዋም ፡ ላዕለ ፡ ንዋይ ፡ እስከ ፡ ይትጎሠሥ ፡
 ንግኤ ፡ እምኒው ፡ ወለእመ ፡ ረብን ፡ ቦቲ ፡
 ተሐባዩ ፡ በዘንሥክ ፡ እው ፡ ንጉለ ፡ ዝንቱ ፡
 ያደሉ ፡ ሎቲ ፡ ወእደደልዎ ፡ ለመኑሃ ፡ በዓለ ፡
 ዕዳ ፡ ከመ ፡ ይትከላእ ፡ እምተመጥዎቲ ፡ ዘወ
 ዘቦ ፡ ሎቲ ፡ ተለቃሒ ፡ በጊዜ ፡ ወዘዘ ፡ ወዘ
 ተሉ ፡ ንዋይ ፡ ኢደደሉ ፡ ተራደዮቲ ፡ እምተሐ
 ባዩ ፡ ለእመ ፡ ኢኮን ፡ አማን ፡ ተሐባዮቲ ፡
 በከመ ፡ ፍትሐ ፡ ሕግ ፡

፩ሺ.፲፱ ወለእመ ፡ ሞተ ፡ ዙተሐበይዎ ፡ ያደልዎ ፡ ለተ
 ሐባዩ ፡ ተንሥሥ ፡ እምወራስደኒው ፡ በዘተሐ
 በየ ፡ ኪደው ፡ ለእመ ፡ ቦቲ ፡ ጥረት ፡ ወለእመኒ ፡
 ሞተ ፡ ተሐባዩ ፡ ያደልዎ ፡ ተንሥሥ ፡ ለንግኤ ፡
 ዋሕስ ፡ እምእደ ፡ ወራስደኒው ፡ እመ ፡ ኮን ፡
 ሎቲ ፡ ንዋይ ፡ ወለእመ ፡ አልቦቲ ፡ ንዋይ ፡
 ኢደጎሥሥ ፡ እምዘ ፡ ኢኮን ፡ ሎቲ ፡ ዋሕስ ፡

፩ሺ.፲፳ ወመደጎን ፡ ነፍስኒ ፡ ያደልዎ ፡ ከመ ፡ ያምጽእ ፡
 ዙተደጎን ፡ ወይኮን ፡ ቃለ ፡ ባቲ ፡ ተደጎኖ ፡
 ከመ ፡ ያበል ፡ ተደጎንኩ ፡ ለክብጽሑተ ፡ እገሌ ፡
 ለእገሌ ፡ እው ፡ ተደጎንኩ ፡ ለእገሌ ፡ ገጽ ፡
 እገሌ ፡ እው ፡ ላዕለዩ ፡ ተደጎኖተ ፡ እገሌ ፡
 ወለእመ ፡ ወርብ ፡ ዕድሜ ፡ እመረ ፡ በከደኒ ፡
 ጊዜ ፡ ይትጎሠሥ ፡ ንመሃ ፡ ለዙተደጎን ፡ አመ
 በጽሐ ፡ ዕድሜ ፡ ወበጊዜ ፡ የጎሥሥ ፡ እም
 ኒው ፡ በኮን ፡ ሎቲ ፡ መደጎን ፡ ወለእመ ፡ ኦብ
 ጽሐ ፡ እምቅደመ ፡ ውእቲ ፡ ጊዜ ፡ አመ ፡ ይት
 ከወሎ ፡ እጎቡቲ ፡ ለበዓለ ፡ ዕዳው ፡ ደጎን ፡
 እምኒው ፡ ወከማው ፡ ለእመ ፡ እግብእ ፡ ነፍሶ ፡
 ለበዓለ ፡ ዕዳው ፡ ወእመኒ ፡ ኢተረከበ ፡ እምደ
 ጎረ ፡ ዕድሜ ፡ ዙተወርብ ፡ የዘዘ ፡ ፊታሒ ፡
 ዕድሜ ፡ መዋዕል ፡ እስከ ፡ ያመጽእ ፡ ወለ
 እመ ፡ ኢደምጽእ ፡ እምደጎረ ፡ ዕድሜው ፡
 ለእመ ፡ ኮን ፡ ዙተሐበየ ፡ ሎቲ ፡ ገጽ ፡ ባሕቲቲ ፡
 ተእንዘ ፡ በክብጽሑተ ፡ ባሕቲቲ ፡ ወእመኒ ፡

፩ሺ.፳፱ የዋሰነት ፡ ሥራት ፡ ውሳኔ ፡ እንዲኖረው ፡ ይገ
 ባል ፡ ዋሱ ፡ እኔ ፡ ለእገሌ ፡ ከዘዘ ፡ እስከ ፡ ዘዘ ፡
 ተውሸዋለው ፡ ያበል ፡ መቸውንም ፡ ከዕዳው ፡
 ያደን ፡ ዘንድ ፡ ለተዋሰው ፡ ሰው ፡ ሊሰጥ ፡ በገ
 ንዘብ ፡ ዋሰ ፡ ለዮን ፡ ይገባዋል ፡

፩ሺ.፳፱ ዋሱና ፡ ዋሰ ፡ የጠራው ፡ በገንዘቡ ፡ ቢሰማው ፡
 ዋሰ ፡ የጠራ ፡ ገንዘቡን ፡ ሊከፍል ፡ ይገባዋል ፡
 ተቀባዩ ፡ ከእርሱ ፡ እስኪፈልገው ፡ ድረስ ፡
 በገንዘቡ ፡ ማዘዝ ይገባዋል ፡ ዋሱ ፡ በተቀበለ
 ው ፡ ገንዘብ ፡ ቢጠቅምበት ፡ ወይም ፡ ቢጠፋ
 በት ፡ ይዘ ፡ ለእርሱ ፡ ይገባል ፡ ለማንም ፡
 ባለዕዳ ፡ ተባዳሪ ፡ በሰጠው ፡ ጊዜ ፡ የሰጠውን ፡
 ከመቀበል ፡ ሊከለከል ፡ አይገባውም ፡ እንደ ፡
 ሕግ ፡ ፍርድ ፡ ዋሰነቲ ፡ እውነተኛ ፡ ካልዮን ፡
 ገንዘቡን ፡ ዙሉ ፡ ከዋሱ ፡ መከፈል ፡ አይገባም ፡

፩ሺ.፲፱ ዋሰ ፡ የሆነት ፡ ሰው ፡ ቢሞት ፡ ገንዘብ ፡ ካለው ፡
 እርሱን ፡ በተዋለበት ፡ ከወራሾቹ ፡ መጠየቅ ፡
 ለዋሱ ፡ ይገባዋል ፡ ዋሱ ፡ ቢሞትም ፡ ገንዘብ ፡
 ያለው ፡ ከዮን ፡ ለዋሰ ፡ እጋቹ ፡ ከወራሾቹ ፡
 መጠየቅ ፡ ይገባዋል ፡ ገንዘብ ፡ ባይኖረው ፡
 ግን ፡ ዋሰ ፡ ካልዮንው ፡ እይፈልግ ፡

፩ሺ.፳፱ የነፍሰ ፡ መደንም ፡ መደን ፡ የዮንዘትን ፡
 ያመጣ ፡ ዘንድ ፡ ይገባዋል ፡ የይዘት ፡ መደንነት
 ንዘርም ፡ እገሌን ፡ ለእገሌ ፡ ለማድረስ ፡ ወይም ፡
 በእገሌ ፡ ፊት ፡ ለእገሌ ፡ መደን ፡ ይቻላል ፡
 ወይም ፡ የእገሌ ፡ መደንነት ፡ በእኔ ፡ ላይ ፡ ነው ፡
 እንዲል ፡ ይውን ፡ በማናቸውም ፡ ጊዜ ፡ የታ
 ወቀ ፡ ቀጠሮ ፡ ቢወሰን ፡ ቀጠሮው ፡ በደረሰ ፡
 ጊዜና ፡ መደን ፡ የዮንሉትን ፡ ከእርሱ ፡ በማፈል
 ግበት ፡ ጊዜ ፡ መደን ፡ የዮንውን ፡ በማናቸውም
 ጊዜ ፡ ፍለጋን ፡ ይፈላለጉት ፡ ቀጠሮው ፡ ሳይደ
 ረስ ፡ በዓለ ፡ ዕዳውን ፡ መደብ ፡ ዙተቻለው ፡ ጊዜ
 ቢያቀርቡው ፡ ከዕዳው ፡ ዳን ፡ ራሱንም ፡ ለባለ
 ዕዳው ፡ ቢያሳልፍ ፡ እንደዚሁ ፡ ነው ፡ ከተወሰ
 ነው ፡ ቀጠሮ ፡ በኋላ ፡ ባይገኝም ፡ እስኪያመ
 ጣው ፡ ድረስ ፡ ዳኛ ፡ የቀን ፡ ቀጠሮ ፡ ያሰጠው ፡
 ከቀጠሮውም ፡ በኋላ ፡ ባይመጣው ፡ ፊቱን ፡ ለማ
 ቅረብ ፡ ብቻ ፡ የተዋሰው ፡ ከዮን ፡ እርሱን ፡ በማ
 ድረስ ፡ ብቻ ፡ ያይዛል ፡ እርሱ ፡ እንደዚሁ ፡ ቢሰ

አንቀጽ ፡ ፳፯ ፡

ሰል ፡ ብድር ፡

ተሰነአ። ፡ ከመ ፡ ፀ-አ-ቴ ፡ ፀው-አ-ቴ ፡ አመ ፡
እያብጽሐ ፡ በጊዜ ፡ ጎሳጎሳው ፡ ፀ-አ-ቴ ፡ ተሐብዮ
ሶዳ ፡ ዘላሰሌ። ፡ ፀክዋኒ። ፡ ከመዝ ፡ ፀክመዝ ፡
ይከውን ፡ እምው-አ-ቴ ፡ ጊዜ ፡ ተሐብዮ ፡ ዘን
ዋይ ፡

ግግ ፡ በተፈለገም ፡ ጊዜ ፡ ባያቀርብ ፡ ሶዳውን ፡
የራሱ ፡ አድርጎ ፡ ተዋሰ ፡ ፀ-ኒታውም ፡ የገን
ዘብ ፡ ዋሰ ፡ ከዋናበት ፡ ጊዜ ፡ ጀምሮ ፡ እንደዚህ ፡
ይሆናል ፡

፩ሺ፣፲፪ ወለእመ ፡ አተሪክበ ፡ መድኅን ፡ ፀተድኅኖ ፡
ለዙተድኅን ፡ ካልእ ፡ መድኅን ፡ ፀለዮሱ ፡ ዘቡቴ
መድኅን ፡ ይይሉ ፡ ተኃሥም ፡ በአንተአቡ ፡
ወአይይሉ ፡ ተድኅኖቴ ፡ ለዘይይሉ ፡ ላሰሌ። ፡
ቀትል ፡ ወለእመ ፡ ሞተ ፡ ዘተድኅንም ፡ ይትኃ
ሠሠ ፡ አድኅኖቶ ፡ እመድኅን ፡ ወዘይይሉሰ ፡
ከመ ፡ ይኅሥም ፡ ቅድመ ፡ ለዘዓለ ፡ ሶዳቡ ፡
ወለእመ ፡ አረከ። ፡ ይኅሥም ፡ ለመድኅን ፡

፩ሺ፣፲፪ መድኅን ፡ ባይገኝ ፡ ለመድኅን ፡ ሌላ ፡ መድኅን ፡
ቢሆነው ፡ መድኅን ፡ ላለው ፡ ፀ-ሉ ፡ ስለእርሱ ፡
መፈላለግ ፡ ይገባል ፡ ሞት ፡ ለሚገባው ፡ መድኅን
መሆን ፡ አይገባም ፡ ። መድኅን ፡ የሆኑት ፡ ሰው ፡
ቢሞት ፡ ከመድኅን ፡ እርሱን ፡ ግዳን ፡ ይፈልጉ ፡
አስቀድሞ ፡ ሊፈልግ ፡ የሚገባውሰ ፡ ባለሶዳ
ውን ፡ ነው ፡ ። ባያገኘው ፡ መድኅን ፡ ይፈልገው ፡

፩ሺ፣፲፫ ረሰጠጅ ፡ ዘ፲ወፀቴ ፡ ወእይይልም ፡ ለካህን ፡
ከመ ፡ ይትወሐሰ ፡ ፩ይሂ ፡ ወየኃዝ ፡ ንዋየ ፡
ዘኒቅያ ፡ ፲ወ፳ቴ ፡ ወሰብእሲትኒ ፡ እይትወ
ከፋ ፡ እምነሃ ፡ መድኅን ፡ ወእተሐብዮ ፡

፩ሺ፣፲፫ ረሰጠጅ ፡ ፲፱ ፡ ካህን ፡ ለእንድ ፡ ሰውሰ ፡ እንኳ ፡
ሊዋሰ ፡ የአይራ ፡ ገንዘብም ፡ ሊይዝ ፡ አይገባ
ውም ፡ ኒቅያ ፡ ፲፭ ፡ ሴትንም ፡ በመድኅንትኅ ፡
በዋሰትኅ ፡ አይቀበሉ ፡

፩ሺ፣፲፬ ወዘሰ ፡ ይከውን ፡ በጽሕፈት ፡ አው ፡ በተአምኖ
ባሕተቱ ፡ ወእመ ፡ ይክሕድ ፡ ተለቃሐ ፡ ዘተለ
ቅሐ ፡ ይትኅሥምም ፡ በመሐላ ፡ ወለእመ ፡
መሐለ ፡ ወቆመ ፡ በቱ ፡ ሰማሶታት ፡ እምድኅረ
ዝንቱ ፡ ከመ ፡ ፀ-አ-ቴ ፡ መጽሐፍ ፡ መጽሐፈ ፡
ዘአቡ ፡ ፀ-አ-ቴ ፡ ይከን ፡ ፍትሐ ፡ ፍትሐ ፡
ዘክሕድ ፡ በዓለ ፡ ሶዳቡ ፡ ወመሐለ ፡ ሎቴ ፡
ወባሕቱ ፡ እቅደምን ፡ በዋንተ ፡ እንቀጽ ፡
ቀዳማዋ ፡ ወእመሰ ፡ አመሐለ ፡ ያለው ፡ ላሰ
ሌቡ ፡ ዘተኅግረ ፡ በጽሕፈቱ ፡ ወለእመ ፡ እኮን ፡
ጽሕፈቱ ፡ እይሁ ፡ ወትሕዘቱ ፡ ይጸውዖ ፡
ለተለቃሐ ፡

፩ሺ፣፲፬ በጽሕፈት ፡ ወይም ፡ በእምነት ፡ ብቻ ፡ የሚ
ሆን ፡ ግን ፡ ተበዳሪ ፡ የተበደረውን ፡ ቢክድ ፡
በመሐላ ፡ ይፈላለጉት ፡ ። በምል ፡ ከእዚህ ፡
በኋላ ፡ ጽሕፈቱ ፡ የእርሱ ፡ ጽሕፈት ፡ እንደ
ሆን ፡ ምስክሮች ፡ በመሰክሩበት ፡ ፍርድ ፡ ባለ
ሶዳውን ፡ ከይ ፡ እንደማለ ፡ ሰው ፡ ፍርድ ፡ ይ
ሁን ፡ ነገር ፡ ግን ፡ ዝመጅመሪያው ፡ እንቀጽ ፡
አስቀድመን ፡ ተኅግረናል ፡ ባይምል ፡ ግን ፡
በይብዳዜው ፡ የተነገረው ፡ በእርሱ ፡ ላይ ፡
ተገባ ፡ የእጁ ፡ ጽሕፈት ፡ ዋሰትኅውም ፡ ባይ
ሆን ፡ ተበዳሪውን ፡ ይጥራው ፡

፩ሺ፣፲፭ ወአእምር ፡ ከመ ፡ እግዚአብሔር ፡ አስተዓ
ቀብ ፡ እምበዓለ ፡ ሶዳ ፡ ከመ ፡ እያሕምም ፡ ለዐ
ዓለ ፡ ሶዳቡ ፡ ሶብ ፡ ኅጥአ ፡ በከለኦቱ ፡ ልብሰ ፡
ዘአቡ ፡ ዘእኅዝ ፡ በከመ ፡ ተብዘለ ፡ በእራት ፡
ወከልአ ፡ እምተኃሥምቴ ፡ ከያቡ ፡ ወገሥጽ ፡
እያኅሳ። ፡ ወእያሕምም ፡ ላሰሌ። ፡ በከመ ፡
ተኅግረ ፡ በወንጌል ፡ በዋንተ ፡ አንቀጽ ፡ ወበእ
ንተ ፡ ዝንቱ ፡ አይይሉ ፡ አሕምም ፡ ላሰሌ ፡
ጽንሰ ፡ ወባሕቱ ፡ ለዘወለው ፡ ላሰሌ። ፡ ልቃሕ ፡
በከዋን ፡ ሶድሜ ፡ እይትኅሥምም ፡ በእንቲ
አሃ ፡ ዘእንበለ ፡ በጊዜ ፡ ዘይይሉ ፡ ወለእመ ፡
ፈርሁ ፡ በእንቲአቡ ፡ የሁብም ፡ ሞሕሰ ፡ በትእ
ዛዝ ፡ ፈታሐ ፡

፩ሺ፣፲፭ በእራት ፡ እንደተነገረ ፡ ባጣ ፡ ጊዜ ፡ ያሰያዘውን ፡
ልብሰን ፡ በመከልከል ፡ ተበዳሪን ፡ እንዳያሰጩ
ንቀው ፡ እግዚአብሔር ፡ ባለሶዳን ፡ እንዳሰጠ
በቀ ፡ እወቅ ፡ (ዘዳ ፡ ፳፱ ፡ ፫-፲፮) ፡ እርሱንም ፡
ከመያዝ ፡ ከለከለው ፡ እንዳይዘው ፡ ክፉም ፡
እንዳያደርግበት ፡ ገሥጸው ፡ በወንጌል ፡ በመጅ
መሪያው ፡ እንቀጽ ፡ እንደተነገረ ፡ (ማቴ ፡ ፲፮ ፡
፴፪) ፡ ሰለዚህ ፡ በችግረኛ ፡ ላይ ፡ ክፉ ፡ መሥ
ራት ፡ እይገባም ፡ ነገር ፡ ግን ፡ ጊዜን ፡ በመወ
ሰን ፡ ብድር ፡ ያለባትን ፡ ሰው ፡ በሚገባው ፡
ጊዜ ፡ ካልሆነ ፡ በቀር ፡ ስለእርሱዋ ፡ እይፈላለ
ጉት ፡ ስለእርሱ ፡ በፈሩ ፡ በዳኛ ፡ ትእዛዝ ፡ ዋሰ
ያሰጠሩት ፡

፩ሺ፣፲፮ ወለእመ ፡ ፀ ፡ ምንትኒ ፡ ዘይትኅሥምም ፡ ባቲ ፡

፩ሺ፣፲፮ በእርሱ ፡ የሚፈላለጉት ፡ አንዳች ፡ ነገር ፡ በኅገ፡

አንቀጽ ፳፰ ።

ስለ ጉወስቶ ።

ወሰክልዎ ፡ ለመኩንን ፡ ሰብአ ፡ ዕዳሁ ፡ ከመ ፡
 ይወስን ፡ ላዕሌሁ ፡ ለይወስን ፡ ወለእመኒ ፡ ሌጠ
 ይሂድ ፡ በእይ ፡ ዘየአምኖ ፡ ዘተረክበ ፡ እምጥ
 ሪቱ ፡ በቅድሚኡ ፡ ወበቅድመ ፡ ሰብአ ፡
 ዕዳሁ ። አው ፡ በቅድመ ፡ መድኅኑ ፡ ወመድ
 ኅኖሙ ፡ ሌጠ ፡ በዕሩይ ፡ በጸሕቅ ። ወያቅ
 ድሙ ፡ ሠይጠቶ ፡ ለዘይማስን ፡ ፍጡን ፡ ወእ
 ምዝ ፡ በእንሰሳ ፡ አው ፡ በእብያት ፡ ሰለኩሉ ፡
 ግብር ፡ ውስተ ፡ ምሥያጥ ፡ በቅድመ ፡ ሰብአ ።
 ወእይፍዲ ፡ ዘእንበለ ፡ ዘተባውቀ ፡ ጥያቄሁ ፡ በሰ
 ማዕታት ፡ ወእያብጽሕ ፡ በነገረ ፡ ዕዳውያን ፡
 ባሕቲቶሙ ፡ እስከ ፡ ይከውን ፡ ተዓቅቦቲ ፡
 እምተጎይጠቶሙ ፡ ወእይበቀኅዕ ፡ ተአምኖተ ፡
 ዘሰቅሕዎ ፡ ባሕቲቲቲ ፡ ወይፍርሁ ፡ እምተጎ
 ይሎ ፡ ወይፍልጠ ፡ ቦቲ ፡ ዘይከውኖ ፡ ሰመፍ
 ቅድ ፡ ዘከማሁ ። ለእመ ፡ ኢፈጸመ ፡ ንዋዩ ፡
 ፈድየ ፡ ልቃሑ ፡ ይከፍልዎሙ ፡ በእምጣን ፡
 ንዋዩ ።

፩ሺ፲፮

፩ሺ፲፰

ወሰዘሂ ፡ ተረክበ ፡ ሐሳበ ፡ ንዋዩ ፡ በእም
 ጣን ፡ ሌጠ ፡ የሀብዎ ፡ እንተ ፡ ባቲ ፡ ሌጠ ፡
 ኪያሁ ። ወለእመ ፡ ኮነ ፡ ሌጠ ፡ በውእቲ ፡
 ጊዜ ፡ ብዙኅ ፡ የሀብዎ ፡ ዘይብዝኅ ። ወሰእመ ፡
 ኢተረክበ ፡ ሎቲ ፡ ንዋይ ፡ ወነገረ ፡ ተጽ
 ናሰ ፡ ዜአሁ ፡ ወእጠየቁ ፡ ሰብአ ፡ ዕዳሁ ፡
 በእፈ ፡ እሰ ፡ የእምኑ ፡ ህላዌሁ ፡ ከመ ፡ በሐ
 ሰት ፡ ተናገረ ፡ ይሞቅሕ ፡ ሎሙ ፡ እስከ ፡ ይፈ
 ድሮሙ ። ወለእመ ፡ ፈቀዱ ፡ እምሕሎቶ ፡
 ያምሕልዎ ፡ ወይጎድግዎ ። ወሰእመ ፡ ተጠየቀ ፡
 ተጽናሱ ፡ በ፪ቲ ፡ ሰማዕት ፡ ዘየአምኑ ፡ ግብር ፡
 ይጽንሕዎ ፡ እሰከ ፡ የኅልፍ ፡ ተጽናሱ ። ወሰ
 እመ ፡ ኮነት ፡ ሎቲ ፡ ዓሰብ ፡ ይሥርዑ ፡ ላዕ
 ሌሁ ፡ ምጣኔ ፡ ዜአሁ ፡ እምድገረ ፡ ነሚእ ፡ ዘየ
 እክሎ ። ወለእመ ፡ ኢተጠየቀ ፡ ተጽናሰ ፡ ዜአሁ
 ይደገር ፡ አገደኅቲ ።

አንቀጽ ፳፱ ወጌቲ ።

በእንተ ፡ ሕስት ።

፩ሺ፲፱

ሕስትሰ ፡ ነሚእ ፡ በቀኔት ፡ ውእቲ ፡ ዘእንበሰ ፡
 ቢህ ፡ በገጽ ፡ እሙር ። መጅ ፡ ዘጸወፀቲ ፡ ትቢ ፡
 ዘ፲ወፅዱ ፡ ወለእመ ፡ ቦ ፡ ዘተወሐሰ ፡ እንሰሳ ፡
 እሰከ ፡ መካን ፡ ውሱን ፡ ወተዓደወ ፡ ኪያሁ ፡

ባሰዕዳዎችም ፡ በእርሱ ፡ ይወሰን ፡ ዘንድ ፡ ዳኛ
 ውን ፡ ቢጠይቁት ፡ ይወሰን ። ቢሸጥም ፡ ከገን
 ዘቡ ፡ የተገኘውን ፡ በእርሱና ፡ በባለዕዳዎቹ ፡
 ፊት ፡ ወይም ፡ በመድኅና ፡ በመድኅኛው ፡
 ፊት ፡ በሚያምነው ፡ ሰው ፡ እጅ ፡ ይሸጥ ። ሺያ
 ጨም ፡ በትክክል ፡ በትጋት ፡ ይሁን ። ፈጥኖ ፡
 የሚበላሸውን ፡ ሺያጭ ፡ ያስቀድሙ ። ከዚህ ፡
 በኋላ ፡ እንሰሳውን ፡ ወይም ፡ ቤቱን ፡ ሰየሥ
 ራው ፡ ሁሉ ፡ በገበያ ፡ በሰዎች ፡ ፊት ፡ ይሁን ።
 እርግጠ ፡ በምስክር ፡ ካልታወቀ ፡ በቀር ፡ እይክ
 ፈል ። ከተንኮላቸው ፡ መጠበቅ ፡ እስከሚሆንበት
 ድረስ ፡ በባለዕዳዎቹ ፡ ቃል ፡ እያቅርብ ። ያበደ
 ፍትን ፡ ሰው ፡ ብቻ ፡ ማመን ፡ እይጠቅምም ።
 ከቅሚያም ፡ ወገን ፡ ይፍሩ ። እንደዚሁም ፡ ሰመ
 ፍቅድ ፡ የሚሆነውን ፡ ለእርሱ ፡ ይለዩ ። ገንዘቡ ፡
 ብድሩን ፡ ሊከፍል ፡ ባይችል ፡ እንደ ፡ ገንዘቡ ፡
 መጠን ፡ ያካፍልዋቸው ።

፩ሺ፲፯

፩ሺ፲፰

የገንዘቡ ፡ ሂሳብ ፡ በዋጋው ፡ ልክ ፡ ሰተገኘለት ፡
 ሰው ፡ እርሱን ፡ የሸጠባትን ፡ ይሰጡት ። በዚያ ፡
 ጊዜ ፡ ዋጋው ፡ ብዙ ፡ ቢሆን ፡ የሚበላውን ፡ ያስ
 ጠት ፡ ገንዘብ ፡ ባይገኝለት ፡ ችግሩንም ፡ ቢኖ
 ገር ፡ ባለዕዳዎቹ ፡ በሐሰት ፡ እንደተናገረ ፡ ኑሮ
 ውን ፡ በሚያውቁ ፡ እፍ ፡ ቢያስመሰክሩ ፡ እሰከ
 ሚክፍላቸው ፡ ድረስ ፡ ይሠርላቸው ። ሊያም
 ሉት ፡ ቢወዱም ፡ እምለው ፡ ይተዉት ። ችግሩ ፡
 ኑሮውን ፡ በሚያውቁ ፡ በሁለት ፡ ምስክሮች ፡
 ቢረጋገጥ ፡ ችግሩ ፡ እስኪያልፍ ፡ ድረስ ፡ ይጠ
 ብቱት ። ደመወዝ ፡ ብትኖረው ፡ የሚበቃውን ፡
 ከተቀበሰ ፡ በኋላ ፡ በእርሱ ፡ ላይ ፡ ልኩን ፡ ይወ
 ስኑ ። ችግሩ ፡ ባይረጋገጥ ፡ መለቀቁ ፡ ይቀራል ።

አንቀጽ ፳፱ ።

ስለትውስት ፡ ይናገራል ።

፩ሺ፲፱

ትውስትስ ፡ በታወቀ ፡ ቦታ ፡ ያለዋጋ ፡ ጥቅም ፡
 ማግኘት ፡ ነው ። መጅ ፡ ጸፀ ። ትቢ ፡ ፲፩ ።
 እስከ ፡ ተወሰነ ፡ ቦታ ፡ ከብት ፡ የተዋሰ ፡ ቢኖር ፡
 የተወሰነውን ፡ ቢያልፍ ፡ ከጉዳት ፡ ወገን ፡ ያገ

አንቀጽ : ፳፱ ።

ኮሎ : ዘይረከባ : እምሕሠማት : አው : ሞተት : ይደልዎ : ሰዳ ። ወእመኒ : ኢዐደወ : ወኮነ : ዘረከባ : በሀኬተ : ዚአሁ : አው : በመግቦተ : ይደልዎ : ሰዳ ። ወእመሰ : ኢኮነ : ከማሁ : አው ሀሰወ : አግዚአ : ምሰሌሁ : ኢይደልዎ : ሰዳ ። ወለአመ : ኮነት : በሰሰብ : ወጠፍአት : ይከውን : ጥፍአታ : በዓሰበ : ዚአሃ ። ወሰአመ : ተዐደወ : አመካን : ዘተወሰነ : የሀብ : ለአውሐሲ : ተውሳከ : ዓሰዙ : በዘተዐደወ ።

፩ሺ፳ ወኮሎ : ዘይደልዎ : ከመ : ይሥረዕ : ቦተ : ወሰተ : ንዋዩ : ይደልዎ : ሎተ : ከመ : ያውሕሰ : ኮሎ : ንዋዩ : ዘይሠርዕ : ቦተ : ከመ : ያውሕሰ : ኮሎ : ዘይከውኖ : ለበቀሜት : በዓሰዙ : ምሰለ : ዳንኖሁ : ወሰቅብተ : ርአሱ ። ወይደልዎ : ከመ : ይንግእ : ሜጠ : ዚአሁ : ለዘጠፍአ : እምኔሁ : በሰሰተ : ጥፍአተ : ሰአመ : ተዐደወ : ላሰሌሁ : ውሰከ ። አመ : ኮነ : እምአንሰሳ : ውአተ : ወሞተ : አው : ጉዩ : ኢይረከቦ : ሰዳ : ዘእንበለ : ዳአመ : ለአመ : ኮነ : ዘወሀበ : ተሐባዩ : ለአግብአታ : ድኒን በኮሎ ። ወለአመ : ተገአዙ : ይኮን : በከመ : ቃሉ : ለየውሐሲ : ምሰለ : መሐላው ። ወአመ : አኮ : ሠኖይ : ከመ : ኢትትወሐሰ : ሕሰተ : ወኢተአንዝ : አገዘ : ወኢትትሀሰብ : ዘእንበለ : በትአዛዘ : አውሐሲ : በዕድሜ : ዘተወሰነ ።

፩ሺ፳፩ ወለአውሐሲ : ይደልዎ : ከመ : ያግብእ : ንዋዩ ጊዜ : ፈቀይ : ዘእንበለ : ይኮን : ዘቀደመ : ወሰኖ : አው : ዘተሠርዐ : ጊዜሁ : አው : ኢተ ፈጸመት : ነግእ : በቀሜት : ባተ ። ወኢትትዘቀብ : ዓይኑ : ምሰለ : በቀሜታት : ዘባተ : ዘከመ : ዲኖራት : ወጠፋልሐ : ብሩር : መዘይ ሰፈር : ወይትሜዘን : ልቃሕ : ውአተ : ወአኮ : ሕሰት ።

ሰለ : አደራ ።

ኛት : ሁሉ : ወይም : ብትሞት : ሰዳ : (መክፈል) : ይገባዋል ። ዓያልፍ : ጉዳት : ያገኛትም : በሰንፍፍው : ወይም : ባመንገቡ : ቢሆን : ሰዳ : ይገባዋል ። እንዲህ : ባይሆን : ግን : ወይም : ጌታዋ : ከአርሱ : ጋራ : ቢኖር : ሰዳ : አይገባውም ። በክራይ : ቢሆን : ብትጠፋ : ጥፋታ : በዋጋዋ : ይሆናል ። ከተወሰነ : ቦታ : በያልፍ : በተላለፈበት : የኪራዩን : ጭማሪ : ለአዋሰው : ይሰጥ ።

፩ሺ፳፪ በገንዘቡ ይሠራበት ዘንድ የሚገባው ሰው : ሁሉ : ያውሰ : ዘንድ : የሚያዝዝበት : ገንዘቡን ሁሉ : ከዓይነቱና : ራሱ : ከመጠበቅ : ጋር : በኪራዩ : ለጥቅም : የሚሆነውን : ሁሉ : ሊያሲዝ : ይገባዋል ። ከተወሰነው : በላይ : ጨምሮ : ቢተላለፍ : በጠፋበት : ቀን : የጠፋውን : ዋጋ : ከአርሱ : ሊቀበል : ይገባዋል ። ከአንሰሳ : ወገን : ቢሆን : በሞት : ወይም : ቢጠፋ : ሰዳ : እያገኘውም ። በሁሉ : ይገና : አድርጎ : ለመመለስ : ዋሰ : የጠራ : ቢሆን : ነው : እንጂ : ቢከራከሩ : ከመሐላው : ጋራ : እንደአዋሹ : ቃል : ይሁን ። ያም : ባይሆን : በተወሰነ : ቀን : ያለአዋሹ : ትአዛዝ : ትውሰት : ባትዋሰ : መያገጥ : ባትይዝ : ባትከራይ : መልካም : ነው ።

፩ሺ፳፫ ለሚያውሰ : ሰው : የቀደመ : ውሳኔ : ወይም : የተወሰነ : ጊዜ : ሳይደርስ : ወይም : በአርሷ : ጥቅምን : ማግኘቱ : ካልተፈጸመች : በወደደው : ጊዜ : ገንዘቡን : ሊመልስ : ይገባዋል ። ዓይነታው : በአርሷ : ከሚገኙ : ጥቅሞች : ጋር : አትጠባበቅ ። ይኸውም : አንድ : ዳናር : እንደተመዘነ : ብር : እንደሚሰፈር : እንደሚመዘን : ያለ : ብድር : ነው ። ትውሰት : ግን : አይደለም ።

አንቀጽ : ፳፱፡፡፩ ።

በእንተ : ማግዘንት ።

፩ሺ፳፬ ጠሰ : [መጽቱ : መተሉ : ዘተወሰከ : ላሰሌሁ ። ማግዘንትሰ : ንዋይ : ያእተ : ዘይሁባ : አማኝ ዓኒ : ለዘያማኝሰኖ : ከመ : ይሰቀባ : ሎተ : ዘእንበለ : ካሰበት : እምኔሁ : ጊዜ : አግብአታ ።

አንቀጽ : ፳፱፡፡፪ ።

ሰለ : አደራ : ይኖገራል ።

፩ሺ፳፭ ጠሰ : [፳፭ ። ሁሉም : በአርሱ : ሳይ : የተጨመረ ነው ። አደራሰ : ከአርሱ : በሚመልሳት : ጊዜ : ያለትርፍ : ይጠብቅሰት : ዘንድ : አደራ : ባይ : ለአደራ : ተቀባይ : የሚሰጣት : ገንዘብ : ናት ።

ወደአቲኬ ፡ እምነት ፡ ዘእማገሃኒሃ ፡ ዘያነብራ ፡ ጎዘ ፡ ዘያማገፅኖ ፡ ወሰዘሂ ፡ ተወክፋ ፡ ያደልዎ ፡ ከመ ፡ ያዕቀባ ፡ በዐበይ ፡ ጸሕቅ ፡ ወደኩን ፡ በቀ ፡ ቦቲ ፡ ኪያሃ ፡ ከመ ፡ ንዋዩ ። ወለእመ ፡ ጠፍእት ፡ እምድገሪ ፡ ዝንቲ ፡ እልቦቲ ፡ ሶዳ ። ወለእመ ፡ ፈቀደ ፡ እግብኦታ ፡ ለእግዚእ ፡ እንዘ ፡ ዳገን ፡ ያእቲ ፡ በጊዜ ፡ ግብኦታ ፡ ወአበዩ ፡ ነግኦታ ፡ ያእቲ ፡ ጊዜ ፡ ለእመ ፡ ጠፍእት ፡ ወማሰነት ፡ ማሰኖ ፡ ፍጥሪታዊ ፡ ዘከመ ፡ እንሰሳ ፡ መዋቲ ፡ እው ፡ ምንትኒ ፡ ዘይማሰን ፡ በቀኑንቀኑ ፡ እው ፡ ተንሥእ ፡ ላዕሌሃ ፡ ዘእይትከዐሎ ፡ ከመ ፡ ያሰ ድዶ ፡ ዘከመ ፡ ውዕዮት ፡ በእሳት ፡ እው ፡ ተሠጥሞ ፡ እው ፡ ተበርብር ፡ እው ፡ ለሪቅ ፡ እው ፡ ትሶግልት ፡ እይደልዎ ፡ ከመ ፡ ያፍዲ ፡ ለእመ ፡ እተዐውቀ ፡ በሰምፀ ፡ ጥያቄ ፡ ከመ ፡ ኮነ ፡ ዝንቲ ፡ እምጉሕሉቲ ፡ ወእከዩ ፡ ምግ ብናው ፡ ወእዓቀቦቲ ፡ ላቲ ፡ ከመ ፡ ንዋዩ ፡ እሰመ ፡ ለዛቲ ፡ ግብር ፡ ያደሉ ፡ ተንሥሃ ፡ በእንቲእሃ ፡ ወእመኒ ፡ ኮነ ፡ ዘእቅደመ ፡ ሠሪፀ ፡ ውሳኔ ፡ በእንቲእሃ ፡ በተሰናእዎቶሙ ። ወለእመ ጎሠግ ፡ እግዚእ ፡ ወከልእ ፡ እምኔው ፡ ወው እቲ ፡ እንዘ ፡ ያክል ፡ መጥፎታ ፡ ሎቲ ፡ አው ፡ ክሕደ ፡ ኪያሃ ፡ ወገበእ ፡ እምነ ፡ ባቲ ፡ ያፍዲ ፡ ኪያሃ ።

ይሀችውም ፡ ካደራ ፡ ተቀባይ ፡ ዘንድ ፡ የሚያኖ ራት ፡ ያደራ ፡ እስቀማጭ ፡ እምነት ፡ ናት ። ለተቀበላትም ፡ ለው ፡ በታላቅ ፡ ትጋት ፡ ሊጠ ብቃት ፡ ያገባዋል ። እርሷን ፡ መጠበቁም ፡ እንደ ፡ ገንዘቡ ፡ ያውን ። ከዚህ ፡ በኋላ ፡ ብት ጠፋ ፡ ዕዳ ፡ የለበትም ። በምትመለሰበት ፡ ጊዜ ፡ ደገና ፡ ሳለች ፡ ለባለቤቷ ፡ ሊመልሰለት ፡ ቢ ወድ ፡ በዚያ ፡ ጊዜ ፡ መቀበሏን ፡ እንቢ ፡ ቢል ፡ ያንጊዜ ፡ ባሕርያዊ ፡ መጥፋትን ፡ ፈጽማ ፡ ብት ጠፋ ፡ ያኸውም ፡ እንደሚች ፡ ከብት ፡ ወይም ፡ ነቀዝ ፡ እንደሚያበላሸው ፡ ማናቸውም ፡ ነገር ፡ ቢሆን ፡ ነው ። ወይም ፡ ሊከላከልለት ፡ የማይቻ ለው ፡ ነገር ፡ በእርሷ ፡ ላይ ፡ ቢነሣ ፡ ያኸውም ፡ በእሳት ፡ እንደመቃጠል ፡ ወይም ፡ እንደመለ ጠም ፡ ወይም ፡ እንደመዘረፍ ፡ ወይም ፡ እንደመ ሰሪቅ ፡ ወይም ፡ እንደመቀማት ፡ ቢሆን ፡ ያዘ ፡ ከተንኮሉ ፡ ካመጋገቡ ፡ ክፋት ፡ እንደገንዘቡም ፡ እድርጎ ፡ ካለመጠበቁ ፡ የተነሣ ፡ እንደሆነ ፡ በማሰረጃ ፡ ምስክር ፡ ካልታወቀ ፡ ዕዳ ፡ መክ ፈል ፡ እይገባውም ። ለዚች ፡ ሥራ ፡ ለለእርሷ ፡ መመራመር ፡ ያገባልና ። ለለእርሷ ፡ በመስማ ማታቸው ፡ ውሳኔ ፡ መወሰንን ፡ ያሰቀደመ ፡ ካልሆነ ፡ ጌታዋ ፡ ቢፈልጋትም ፡ ከእርሱ ፡ በከ ለክለው ፡ ያኸውም ፡ ለእርሱ ፡ እርሷን ፡ መሰ ጠት ፡ ሊቻለው ፡ ወይም ፡ እርሷን ፡ ቢክድ ፡ መልሶም ፡ ቢያምን ፡ እርሷን ፡ ያክፈል ።

፩ሺ.፳፫፣ ወለእመኒ ፡ አስተዋዕኔ ፡ በተለቅቱ ፡ ለነፍሱ ፡ አው ፡ ለካልእ ፡ እው ፡ በተዓሰቦ ፡ ካልኣን ፡ እው ፡ በእንዘ ፡ እው ፡ በውሕሰት ፡ በሰጥተ ፡ ተወሐሰ ፡ አው ፡ ያትሐበያ ፡ ከመ ፡ ያግዘእ ፡ ኪያሃ ፡ ጎዘ ፡ ምዕቅብናው ፡ ለዘወዘዐ ፡ ኪያሃ ። ወለእመሂ ፡ ወዐባ ፡ ማገዝንተ ፡ ለካልእ ፡ ዘእን በለ ፡ እመክንዮ ፡ በሐዋሪ ፡ ፍኖት ፡ እው ፡ በካ ልእ ፡ ያትሐበያ ፡ ኪያሃ ፡ እሰከ ፡ ያገብእ ። ወእ ያደልዎ ፡ ለዳግማዊ ፡ ከመ ፡ ያመጥዋ ፡ ለእግ ዚእ ፡ ዘእንበለ ፡ በትእዘቱ ፡ ለእማገሃኒሃ ፡ ሎቲ ፡ ወበቃለ ፡ ዘእው ፡ ገጸ ፡ በገጽ ፡ አው ፡ በመልእ ክቲ ፡ እመኒ ፡ በሐዋርያው ፡ አው ፡ በጽሒፈ ፡ መልእክት ፡ እምርት ፡ እንተ ፡ ትንግዢ ፡ ጥያቄ ፡ ትእምርት ።

፩ሺ.፳፫፣ ለራሱ ፡ ወይም ፡ ለሌላው ፡ በመበደር ፡ ወይም ፡ ለሌሎች ፡ በማከራየት ፡ ወይም ፡ በማያገና ፡ በተዋሰው ፡ ዋጋ ፡ በውስት ፡ ወይም ፡ እርሷን ፡ ወደሰጠው ፡ ሰው ፡ እድራነት ፡ እርሷን ፡ ሊመ ልሰ ፡ ያዋላት ፡ ዘንድ ፡ ቢያወጣጣት ፡ መን ገድ ፡ በመሃድ ፡ ወይም ፡ በሌላ ፡ ላይመካኝ ፡ ለሌላው ፡ እድራ ፡ ቢለጣትም ፡ እርሷን ፡ እሰኪ መልሰ ፡ ድረሰ ፡ ዋለ ፡ ያጥራ ። ለሁለተኛውም ፡ ለእርሱ ፡ እድራ ፡ በሰጠው ፡ ሰው ፡ ትእዛዝና ፡ በቃሉ ፡ ፊት ፡ ለራት ፡ ወይም ፡ በደብዳቤው ፡ በመልእክተኛውም ፡ ቢሆን ፡ ወይም ፡ የመልእ ክቲን ፡ እርግጠኛነት ፡ የምትናገር ፡ የታወቀች ፡ ደብዳቤ ፡ በመጻፍ ፡ ካልሆነ ፡ በቀር ፡ ለጌታዋ ፡ ሊሰጥ ፡ እይገባውም ።

፩ሺ.፳፬፣ ወእይደሉ ፡ ለዘእማገዐኑ ፡ ጎዘው ፡ ከመ ፡ ያእ በይ ፡ እመጽሐፍ ፡ ዘእመጋቢ ፡ ዘትንገር ፡ ከመ ፡ ማገዝንት ፡ ሀለወት ፡ ጎዘው ፡ ወኢብውሕ ፡

፩ሺ.፳፬፣ በእርሱ ፡ ዘንድ ፡ እድራ ፡ ለእስቀመጡበት ፡ ሰው ፡ በእርሱ ፡ ዘንድ ፡ እድራ ፡ እንዳለች ፡ ከምትናገር ፡ ከእድራ ፡ እስጠባቂ ፡ ደብዳቤ ፡ የተ

አንቀጽ : ፳፱ ።

ሰለ : አደራ ።

ሰዘያንብር : ማኅፀንት : ኅቤው : ከመ : ይለበድ :
እጽሕፎተ : ማኅፀንት : ዘደሁብዎ : ዘትንግር :
ከመ : ኅቤው : ዘለወት ።

ነግ : እንቢ : ሊል : እይገባውም ። በእርሱ :
ዘንድ : እደራ : ለሚያኖር : ሰው : በእርሱ :
ዘንድ : እንዳለች : የምትኖር : የሚሰጡትን :
አደራ : ማስጸፍ : እንቢ : ሊል : እይገባም ።

፩ሺ፳፮ ወለእመ : እዘዘ : ወሃቤ : ማኅፀንት : ከመ : እያ
ውፅእ : ወእውፅእ : እው : እዘዘ : ከመ :
የፀባ : ለእገሌ : ወእወዘባ : ሎቱ : እው :
እዘዘ : ከመ : እይመጥዋ : ለካልእ : ዘጥዩቅ :
ወመጠዋ : ሎቱ : እው : እዘዘ : ከመ : ያን
ብራ : ውሰተ : መካን : እሙር : ወክመ : እያን
ብራ : ውሰተ : መካን : እገሌያዊ : ወእበዮ :
ወእኮነ : እመንገለ : ዓጸባ : ዘከሙት : ዘእይት
ከዘሎ : አንብሮታ : ይትእጎዝ : በዕዳሃ ። ወለ
እመ : ኮነ : ዘወረሳ : እምነዘ : ዘነበረት : ኅቤው
ማኅፀንት : ወእእመረ : ባቲ : ወተካዘሎ : ከመ :
ይዝክራ : ለእግዚእ : ወእዘከራ : ሎቱ : ይት
እጎዝ : በዕዳሃ ።

፩ሺ፳፮ እደራ : ሰው : እንዳያውጣት : ቢያዝዝ : ቢያ
ወጣት : ወይም : ለእገሌ : እንዲሰጥ : ቢያዝ
ዘው : ለእርሱም : ባይሰጥ : ወይም : ሰሌላ :
እንዳይሰጥ : በእርግጥ : ቢያዘው : ለእርሱም :
ቢሰጣት : ወይም : ከታወቀ : ቦታ : ያኖራት :
ዘንድ : እገሌ : በሚባል : ቦታ : ውሰጥ : እንዳያ
ሰቀምጣት : ቢያዝዘው : እንቢም : ቢለው : እር
ሷን : ማኖር : ከማይቻለው : ከተገለጠ : ጭንቅ
ወገን : ካልዞን : በተር : በዕዳዋ : ይያዛል ።
እደራ : ከተቀመጠችበት : ሰው : ዘንድ : የወረ
ሳት : ቢዞን : እርሷን : ቢያውቅ : ለጌታዋ :
መንገር : ሲቻለው : ለእርሱ : ባይንግረው :
በዕዳዋ : ይያዛል ።

፩ሺ፳፯ ወእመኒ : ፈቀደ : ነገደ : ርኅቀ : ብሔረ : ወእ
ረከዐ : ለእግዚእ : ወእሰመጋቢው : ይደልዎ :
ከመ : የፀባ : ለፈታሐ : ወእመ : እተክዘሎ :
ለብእሲ : ምእመን : ወእእመ : አረከዐ : ለእግ
ዚእ : ማኅፀንት : ይጽንሐ : እስከ : ዕድሜ :
መዋዕል : ዘእደሐዩ : ከማው : እምድጎ
ሬሃ ። ወእምዝ : የፀባ : ለወራሰያኒው : ወለ
እመ : እልቦቱ : ወራሰያን : ትእዛዝ : ለመሥ
ዋዕት : ወይመጽውትዋ : በእንቲእው : በፍፍ :
ጽድቅ ። እመሂ : በጉልቶ : እው : በመጽውቶ :
በእንቲእው : በትእዛዝ : ፈታሐ : እው : በሰማ
ዕታት ።

፩ሺ፳፯ ወደራቅ : አገር : ለሂድ : ወድዶ : ገታዋን :
ወይም : አስተዳዳሪውን : ባያገኘው : ለዳኛ :
ሊሰጣት : ይገባዋል ። ባይቻለውም : ለታመነ :
ሰው : ይስጥ ። ያደራውን : ባለቤት : ባያገኘው :
ከእርሷ ። በኋላ : እንደርሱ : ያለ : ሰው : እስከማ
ይኖርበት : ዘመን : ድረስ : ይጠብቀው ። ከዚያ :
በኋላ : ለወራሾቹ : ይሰጣት ። ወራሾች : ባይ
ኖሩት : ትእዛዝ : ለመሥዋዕት : ነው ። (ለመ
ሥዋዕት : ይታዘዝ) : ስለእርሱ : በጽድቅ : መን
ገድ : ይመጽውታት ። በመግለጫም : ቢዞን :
ወይም : በመመጽወት : ስለእርሱ : በዳኛ :
ትእዛዝ : ወይም : በምስክርነት : ይውን ።

፩ሺ፳፰ ወይደልዎ : ለእማኅሃኒ : ወሰዘእማኅፀን :
ኅቤው : ሥዒረ : ማኅፀንት : ጊዜ : ፈቀደ : ኅብ :
ዘይትከዘሎ : ለዘእማኅፀን : ኅቤው : ከመ :
የፀባ : ኪያሃ : ወለእማኅሃኒ : ከመ : ይትመ
ጠዋ ። ወለእመ : እበየ : ዘንተ : ትከውን :
ዕዳ : ላዕሌው : ወወፅእት : ዕዳ : እምተሐባዪ :
ካልእ ።

፩ሺ፳፰ በእርሱ : ዘንድ : አደራ : ያስቀመጡበት : ሰው :
በሚቻለው : ገንዘብ : እርሷን : ይሰጥ : ዘንድ :
እደራ : እስቀማጭም : ይቀበላት : ዘንድ : በወ
ደደ : ጊዜ : ለአደራ : እስቀማጭና : እደራ :
ላስቀመጡበትም : ሰው : እደራውን : መክር :
ይገባዋል ። ይዞን : እንቢ : ቢል : ዕዳ : ትዞን
በታለች ። ዕዳም : ከሌላው : ዋሰ : ወጣች ።

፩ሺ፳፱ ወሰዘሂ : እስተጋብእዎ : እማኅፀንት : ለእዕ
ርሮ : እው : ዘይመሰሎ : ለዘንቱ : ወፍትሐኒ :
ይኮን : ከመ : ነገእ : ማኅፀንት ። ወለኮሱ :
ዘኮን : እማኅፀንት : እምሳለ : ዘደረብኅ : እው :
ዘኮን : ወዘይመሰሎ : ለዘንቱ : ወፍትሐኒ :
ከመ : ነገእ : ማኅፀንት : በእንብሮ : ፈታሐ ።

፩ሺ፳፱ ለማረፍ : ካደራው : የሰበሰቡት : ወይም :
ይዘን : የሚመሰለው : ፍርድ : እደራን : እንደ :
መቀበል : ይውን ። ከእደራ : ወገን : የሚረባ
ውን : የመሰለ : ወይም : የዞንው : ይዘንም :
የመሰለው : ሁሉ : ፍርድም : በዳኛ : ቤት :
አደራ : እንደማኖር : ነው ።

፩ሺ፳፱ ወዘሂ : ተወክራ : ማኅፀንት : ዘእግዚእ : ወተመ

፩ሺ፳፱ እደራን : ከጌታዋ : የተቀበለ : ሰው : ከመል

ጠዋ ፡ አምእይ ፡ ሐዋርያው ፡ አግዚአ ፡ ሠ-አቲ ፡
 አማኅግኒሃ ፡ ሠሎቲ ፡ የዐዘ ፡ ወአኮ ፡ ለሐዋር
 ያው ፡ ዘእንበለ ፡ በትእዛዙ ፡ ወእመኒ ፡ ሞተ ፡
 ትኩን ፡ ለወራሲያኒው ። ወዘሂ ፡ ተወክረ ፡ ማኅ
 ዐንተ ፡ አምፅዳ ፡ ወይዘሎ ፡ ከመ ፡ ያመጥዋ ፡
 ለካልኦ ፡ ያይልም ፡ ከመ ፡ ያመጥዋ ፡ ለዘኩ
 ካልኦ ፡ ወያጠይቆ ፡ ከመ ፡ ያአቲ ፡ ማኅዐንት ፡
 ወአኮ ፡ ከመ ፡ የዐዘ ፡ ለአማኅግኒሃ ፡ ዘእደው ፡
 ለካልኦ ።

፩ሺ፬ ወለአመ ፡ አንበሩ ፡ ቼቲ ፡ ማኅዐንተ ፡ ኅበ ፡ ፅዳ ፡
 ኢይይልም ፡ መጥምታ ፡ ለፅዳ ፡ አምእዮመ ፡
 ዘእንበለ ፡ በሥምረተ ፡ ካልኦ ።

፩ሺ፬፭ ወለዘሂ ፡ ወዐብም ፡ ማኅዐንተ ፡ አመሂ ፡ ገብረ ፡
 አው ፡ አንሰሳ ፡ ወአወዐዐመ ፡ ሲሳየ ፡ ወአ
 ሰቲ ፡ አስከ ፡ ያመውቲ ፡ ያትእኅዝ ፡ በሶዳ
 ዮመ ። ወእመኒ ፡ ኮን ፡ ያብሎ ፡ ዘአማኅዐኖ ፡
 እተዐዐመ ፡ መብልዐ ፡ ወሰቲ ፡ ወዮሎ ፡ በወዐ
 ዐመ ፡ አምንዋዩ ፡ ለመፍቅያመ ፡ ያይልም ፡
 ከመ ፡ ያትኅሥሦ ፡ ኪያው ፡ እምበዓለ ፡ ማኅዐ
 ንት ። ወለአመ ፡ ከልኦ ፡ ትኩውን ፡ ኅበው ፡
 ከመ ፡ አንተ ፡ አኅዝ ፡ በአምዐን ፡ ዘወዐበ ፡ ወት
 ወሶኦ ፡ እምተሐብዮቲ ፡ በውአቲ ፡ ገዜ ፡ ወይ
 ኩን ፡ በከመ ፡ ቃሉ ፡ ለወዐብም ፡ ማኅዐንተ ፡
 ምስለ ፡ መሐላው ። ወእምከመ ፡ ተገእዙ ፡ በእ
 ንተ ፡ ማኅዐንት ፡ ወተረደዮ ፡ ሶዳ ፡ አስመ ፡
 ሠ-አቲ ፡ ተአመኖ ፡ በንዋዩ ፡ ወለአመ ፡ አም
 ጽአ ፡ አማኅግኒ ፡ ስምዐ ፡ ጥዩቀ ፡ ያኩን ፡ በከመ
 ቃሉ ።

፩ሺ፬፭ ወእይይሎ ፡ ወሂበ ፡ ማኅዐንት ፡ ዘእንበለ ፡ ለዘ
 ያለምድ ፡ ከዋን ፡ አስተዋሶኦ ፡ ወኅሂምተ ፡
 በዓሉ ፡ ለተቀብሎተ ፡ ንዋዩ ፡ አምድኅረ ፡
 ለመዶ ፡ አስተዋሶኦ ፡ ወተወክሮ ።

፩ሺ፬፭ ወትበጥል ፡ ማኅዐንት ፡ በሞቲ ፡ ለዘእንበርዋ ፡
 ኅበው ፡ ወለዘኦኅዐ ፡ ገኒን ፡ አስከ ፡ ያሴዙ ።

፩ሺ፬፭ ወዘሂ ፡ ተወክረ ፡ ማኅዐንተ ፡ ወእምዝ ፡ አአመሪ
 ከመ ፡ አማኅግኒሃ ፡ ሰረታ ፡ አው ፡ ተዓገላ ፡ በኅ
 ያል ፡ ያይሎ ፡ ሎቲ ፡ ከመ ፡ ያትልውም ፡ በካፅ
 በት ። ወዘእያስተሐመመ ፡ በንዋዩ ፡ ማኅዐንት ፡
 በከመ ፡ ያስተሐምም ፡ በንዋዩ ፡ ናው ፡ ተንኦለ
 ወ ፡ ወይትኅዐሦ ፡ አማኅግኒ ፡ ከመ ፡ ጉሕላዊ ፡
 ወጽኑዐ ፡ ሕሊና ፡ ወተዐይዮ ፡ ዘእንበለ ፡ ያኩን ፡
 ስንእወ ፡ ናው ፡ ኮንት ፡ ላሶለ ፡ ንዋዩ ፡ ካል
 ኦት ፡ ግብር ።

አክተኛውም ፡ እጅ ፡ የወሰዳት ፡ ገታዋ ፡
 አደራ ፡ ባዩ ፡ ነው ። ለእርሱ ፡ ያስጠው ፡
 እንጂ ፡ አርሱ ፡ ካላዘዘ ፡ በቀር ፡ ለመልእክተ
 ኛው ፡ እይይለም ። ቢሞትም ፡ ለወራሾቹ ፡
 ትውን ። ከአንዱ ፡ አደራ ፡ የተቀበለ ፡ ለሌላም ፡
 ስጥልኝ ፡ ቢለው ፡ ለዚያ ፡ ለሌላው ፡ ሊሰጣት ፡
 ያገባዋል ። ይህችውም ፡ አደራ ፡ እንደዐንቸ ፡
 ያስረዳው ። በሌላው ፡ ሰው ፡ እጅ ፡ ለአደራ ፡
 አስጠባቂዋ ፡ ሊሰጥ ፡ አይይለም ።

፩ሺ፬ ውለት ፡ ሰዎች ፡ ከአንድ ፡ ሰው ፡ ዘንድ ፡ አደራ ፡
 ቢያኖና ፡ ውለተኛው ፡ ካልረቀዩ ፡ በቀር ፡ ከእ
 ነርሱ ፡ ሰእንደኛው ፡ መስጠት ፡ አይገባውም ።

፩ሺ፬፭ አደራ ፡ የሰጡት ፡ ሰው ፡ ባሪያም ፡ ቢሆን ፡ ከብ
 ትም ፡ ቢሆን ፡ አስኪሞቲ ፡ ድረስ ፡ ምግብና ፡
 መጠዋ ፡ ባይሰጣቸው ፡ በሶዳቸው ፡ ያያዛል ።
 አደራ ፡ የሰጠው ፡ ምግብ ፡ መጠዋ ፡ እትሰጣ
 ቸው ፡ ያለው ፡ ቢሆን ፡ ለመፍቅዳቸው ፡ ከገን
 ዘቡ ፡ የሰጣቸውን ፡ ዑሉ ፡ ከባላደራው ፡ እር
 ሱን ፡ ሲረልግ ፡ ያገባዋል ። በከልክል ፡ በእ
 ሮሱ ፡ ዘንድ ፡ በሰጠው ፡ ገንዘብ ፡ ልክ ፡ እንደ
 መደዣ ፡ ትዎናለች ። ያንገዚም ፡ ከሞስኑቲ ፡
 ትወጣለች ። ስለአደራውና ፡ ሶዳን ፡ ስለመክራል
 ቢጣሉ ፡ ከመሐላው ፡ ጋር ፡ አደራ ፡ እንዳከሰጠ
 ቁት ፡ ሰው ፡ ቃል ፡ ያውን ። አርሱ ፡ በገንዘብ ፡
 እምኖታልና ። አደራ ፡ አስተማጭ ፡ የሚያ
 ስረዳ ፡ ምስክር ፡ ቢያመጣ ፡ እንደ ፡ ቃሉ ፡
 ያውን ።

፩ሺ፬፭ ማውጣትና ፡ መቀበልን ፡ ከለመዶ ፡ በኋላ ፡
 ገንዘቡን ፡ ለመቀበል ፡ የማጠጣጠትና ፡ ከባለ
 ቤቱም ፡ የመፈላለግ ፡ ሁኔታን ፡ ለለመዶ ፡ ካል
 ሆነ ፡ በቀር ፡ አደራ ፡ መስጠት ፡ አይገባም ።

፩ሺ፬፭ አደራ ፡ የአስተሞጠብት ፡ ሰው ፡ ቢሆን ፡ ገኒን ፡
 የያዘውም ፡ ሰው ፡ ቢሆን ፡ አእምሮው ፡ አስኪ
 መሰሰ ፡ ድረስ ፡ አደራ ፡ ትረርሳለች ።

፩ሺ፬፭ አደራ ፡ የተቀበለውም ፡ ሰው ፡ ከዚህ ፡ በኋላ ፡
 አደራ ፡ አስቀማጩ ፡ እንደሰረቃት ፡ ወይም ፡
 በኅይል ፡ እንደቀማት ፡ ቢያውቅ ፡ በአጠራታ ፡
 ሊከታተሉት ፡ ያገባል ። ለገንዘቡ ፡ እንደሚተጋ
 ለአደራውም ፡ ገንዘብ ፡ የማይተጋ ፡ እንደ ፡ ተን
 ኮል ፡ ሠራ ፡ የተሰማማ ፡ ሳይሆን ፡ ከዳተኛ ፡
 ጨካኝ ፡ ቸልተኛ ፡ እንደመሆኑ ፡ መጠን ፡
 አደራ ፡ አስተማጭ ፡ ያፈላለገው ። እንደ ፡ በገ
 ንዘብ ፡ ላይ ፡ ሌላ ፡ ግብር ፡ ካለች ።

አንቀጽ : ፴ :

በአስተዳዳሪነት : ስለ : መሾም :

አንቀጽ : ፴ :

አንቀጽ : ፴ :

በአንተ : ምግብና :

ስለ : ምግብና : (በለአስተዳደር) : ይናገራል) :

፩ሺ.፴፮ ለምቀኖና : ነገሥት : ወምክር : ዘበእንቲአሃ ። መክ : ሃወኒቲ : ዘፎወፅዱ : ፎወፅቲ : ሃወጊቲ : ሃወጃ ። መክሉ : ዘአሠነየ : ሥርዓታ : ለነፍሱ : በምንትኒ : ግብር : እምግብራት : ወፍትሐ ታት : ደለም : ከመ : ይኩን : መጋቤ : ዘላላ ሌላም ። ወምግብናለ : ትከውን : ብውሕተ : ላሰለ : ክሉ : ግብራት : ወፍትሐታት : ወትት አመን : በንዋይ : ጥዩት : ዘእንበለ : ካልኡ : ወይትዌከፋ : መጋቢ : በዓሰብ : ወዘእንበለ : ዓሰብ ። ወሶበ : ተሐጉለ : ንዋየ : አመጋቢ : በእይ : መጋቢ : ዘእንበለ : ጽልሐት : ወአፃ ኬት : አይይልም : ይፍዲ ። ወእይተውም : ምግብና : ዘእንበለ : በአብሐተ : ቃሉ : ለአመ ጋቢ : ወተወክደቲ : ቃሉ : ለመጋቢ : አው : በገቢር ።

፩ሺ.፴፮ ከፍትሐ : ነገሥት : ስለእርሷም : ከተነገረው : ምክር : የተገኘ : ነው ። መክ : ሃጂ : ፎፅ : ፎፅ : ሃጂ : ሃጃ ። ከሥራና : ከፍርድ : በማናቸውም : ሥራ : የራሱን : ሥርዓት : ያሳመረ : ዙሉ : በእ ነርሱ : ላይ : መጋቢ : (አስተዳዳሪ) : ሊሆን : ይ ገባዋል ። አስተዳዳሪስ : በሥራዎችና : በፍር ዶቻ : ላይ : ዑሉ : የተገባች : ትሆናለች ። ከሌ ላው : በቀር : በተረጋገጠ : ገንዘብ : ትታመናለች : መጋቢ : በገንዘብ : ያለገንዘብ : ይቀበላታል : ያለተንኮልና : ያለስንፍና : የአመጋቢ : ገንዘብ : በመጋቢ : እጅ : ቢጠፋ : ሊከፍል : እይገባ ውም ። ምግብና : በአመጋቢ : ፈቃድና : በመ ጋቢ : ቃል : መቀበል : ወይም : በሥራ : ካል ሆነ : በቀር : አይጸናም ።

፩ሺ.፴፯ ወእይይልም : ለመጋቢ : ከመ : ይሳጥ : ምን ተኒ : ንዋየ : በሰድሜ : ለእመ : እኒዘዘ : አመ ጋቢ : ከመ : ይኩን : በዝንቲ : አመኒ : በብ ዙኅ : አው : በዘየሐጽጽ : እምሳጠ ። ወለእመ : ይብሎ ። ሳጥ : ሊተ : በሰድሜ : ይይልም : ከመ ይሳጥ : በፍጡን : እመ : ኢነትገ : ሜጡ : በእ ንተ : ክዊኖቲ : ፍጡን ።

፩ሺ.፴፯ አመጋቢ : በብዙም : በሆነ : ወይም : ከዋጋው : በሚያንሰ : በዚህ : እንዲሆን : ካላዘዘ : በቀር : ለመጋቢው : በተወሰነ : ጊዜ : (በዱቤ) : ምንም : ገንዘብ : ይሸጥ : ዘንድ : እይገባውም ። በተወሰነ : ጊዜ : (በዱቤ) : ሽጥልኝ : ቢለው : በችኮላ : ለሆነ : ዋጋው : ካልጎደለ : ፈጥኖ : ሊሸጣት : ይገባዋል ።

፩ሺ.፴፰ ወእይይልም : ከመ : ይሳጥ : ለአመጋቢው : ምንተኒ : እምንዋየ : ብሩር : ካልእ : እምዘ : አዘዘ : በቃሉ : አው : በመልእክቲ ። ወለእመ : ይብሎ ። ተሳጥ : ሊተ : በገጃት : ፍጡን : ይይ ልም : በሰድሜ : ከመ : ይሳጥ : በገጃት ። ወለ እመ : አጎዘ : እምዘተሳጥጠ : ይይልም : ከመ : ያግብእ : ለአመጋቢው : ለዘቦቲ : ነውር : እንዘ : ቦ : በእደው ። ወለእመሰ : መጠዎ : ለአመጋቢው : እይሚጣ : ካስበ : ኅበው : ዘእን በለ : በትእዘዙ ።

፩ሺ.፴፰ በቃሉ : ወይም : በመልእክቲ : ካዘዘው : ሌላ : ከብር : ገንዘብ : ሌላ : ለአመጋቢው : ሊገዛ ለት : እይገባውም ። ፈጥነህ : በሽህ : ብር : ግዛ ልኝ : ቢለው : በተወሰነ : ጊዜ : በሽህ : ብር : ሊገዛ : ይገባዋል ። ከገዛው : ገንዘብ : ቢይ ዝም : በእጁ : ላለ : ነውር : ያለበትን : ለአ መጋቢው : ሊመልስ : ይገባዋል ። ለአመጋ ቢው : በሰጠው : ግን : ካላዘዘ : በቀር : ዳግ መኛ : ወደእርሱ : እይመልላት ።

፩ሺ.፴፱ ወለእመ : ይብሎ ። ተሳጥ : ሊተ : በንዋይከ : አው : እምዘ : ዘእከ : ዘይተ : በገጃት : ወአነሂ : እራድዮከ : በጊዜ : ዘይመጽእ : ይይልም : ከመ : ይሳጥ : ሎቲ ። ወይኩን : ዘይት : ለአመጋቢ : ወይትመገብ : ቦቲ : እምድጎሪ : አወራዮ : ሳጠ : ዘአው : ወገጃት : ይኩን : ለመጋቢ : ለእመ : በጽሐ : ጊዜው : ወይኩን : ቅብእ :

፩ሺ.፴፱ በገንዘብ : ወይም : ከእንተ : በሽህ : ብር : ዘይት : ግዛልኝ : እኔም : በሚመጣው : ጊዜ : እከፍልህለሁ : ቢለው : ሊገዛለት : ይገባዋል ። ዋጋውን : ከክፈለ : በኋላ : ዘይቲ : ለአመጋ ቢው : (ለጌታው) : ይሁን ። ያስተዳድርበትም ። ጊዜው : ከደረሰ : ሽሁ : ብር : ለአስተዳዳሪው : ይሁን ። የዘይቲ : ቅባት : ስለዋጋው : ፈንታ :

አንቀጽ ፡ ፱ ፡

ዘዩት ፡ ታሕተ ፡ እደገ፡ አኅዘ ፡ ዘዩንተ ፡ ማጠ፡
ወለእመ ፡ ተግዮጠ ፡ ሎቱ ፡ በንዋዩ ፡ ዘኔገ፡
ዘእንበለ ፡ የአዝዞ ፡ ይከ፡ እንዘ ፡ ታሕተ ፡
እደገ፡ ።

፩ሺ፵፱ ወለእመኒ ፡ አመገቦ ፡ በተግዮጠ ፡ ንዋዩ ፡
እመር ፡ እደደልዎ ፡ ሎቱ ፡ ከመ ፡ ይግዮጠ ፡
ለንፍሱ ፡ ወለነሱ ፡ ዘተግዮጠ ፡ በሰመ ፡ ዘኔገ፡
ገቦ ፡ ወራደ፡ፋደሰ ፡ ለእመ ፡ ኮነ ፡ በንዋዩ ፡ እደደ
ደልዎ ፡ ሎቱ ፡ ከመ ፡ ይረሰዮ ፡ ለንፍሱ ፡ ዘእን
በለ ፡ በመባሕቱ ፡ ወእደደልዎ ፡ ከመ ፡ ይቀ፡
ጸር ፡ ለአመገባ፡ገቦ ፡ ውስተ ፡ ሥዮጥ ፡ በዘደገ፡
ሕድ ፡ እምግጠ፡ ወእበተግዮጠ ፡ በዘደገ፡
እምኔገ፡ በጊዜ ፡ ወመካነ ፡ ዘደከውን ፡ በው
ስቱቱ ፡ ተቋጸር ፡ ዘእንበለ ፡ በምባኒ ፡ ዘተሰነ
አው ፡ ቦቱ ፡ ምሰለ ፡ ተግዮጠ ፡ ወወደጠ ፡
ዘከመ ፡ ተገልጾት ፡ ማእከለ ፡ ቁመተ ፡ ማእም
ራን ፡ ፈደ፡ፋደሰ ፡ ተቋጸርዮን ፡ ምሰለ ፡ እሊ
አው ፡ ወወላዲገ፡ ወወልዲ ፡ ወወልዲ ፡ ወልዲ ፡
ወብእሲቱ ።

፩ሺ፶ ወዘወወዘ ፡ ሎቱ ፡ አመገባ፡ገቦ ፡ ፩ደ ፡ ዲናረ ፡
ከመ ፡ ይግዮጥ ፡ ሎቱ ፡ ቦቱ ፡ አሕተ ፡ በግሶተ ፡
ወተግዮጠ ፡ ሎቱ ፡ ቦቱ ፡ ጀተ ፡ አባግሶተ ፡ ዘዘእ
ሐቱ ፡ እምኔገን ፡ ዘትከውን ፡ ፩ደ ፡ ዲናረ ፡
እማንቱ ፡ ይከ፡ ለአመገባ፡ገቦ ፡ ወለእመ ፡
አመገቦ ፡ በወደጥ ፡ ለብእሲ ፡ በግዮጥ ፡ ሰወቅ ፡
ወለእመ ፡ አኮነ ፡ መፍትዖ ፡ ዘእንበለ ፡ ግጥ ፡
ባሕቱቱ ፡ ደለው ፡ ግጥ ፡ ለካልኡ ፡ በውእቱ ፡
ንዋዩ ፡ እመ ፡ ኮነ ፡ ጥዩተ ፡ በከዋነ ፡ ግጥ ።

፩ሺ፶፩ ወለእመ ፡ ኮነ ፡ ተገእቦ ፡ ዘኔገገቦቱ ፡ ስምሰ ፡
ይከ፡ በከመ ፡ ቃሉ ፡ ለመገባ፡ እሰመ ፡
ውእቱ ፡ ነዋ ፡ ተአመጥ ፡ ላሰለ ፡ ንዋዩ ፡ ለእመ ፡
ረደዩ ፡ ሰዳ ፡ ዘዩንተ ፡ አመገባ፡ገቦ ፡ እንዘ ፡
አገሎ ፡ ውእቱ ፡ ወእደሰም፡ ላሰለ ፡ በዓለ ፡
ሰዳ ፡ ወእምዘ ፡ ክሕዶ ፡ ውእቱ ፡ በዓለ ፡ ሰዳ ፡
ይደልዎ ፡ ሰዳ ፡ ወለእመኒ ፡ አማን፡ መገ
ቢገ፡ ንዋዩ ፡ ኅዘ ፡ ካልኦ ፡ ያሰምለ ፡ ለሰማሶት ፡
ቦቱ ፡ ለአመገባ፡ገቦ ፡ ዘአማን፡ገዎ ።

፩ሺ፶፪ ወለእመ ፡ ተመገበ ፡ ፩ዱ ፡ ብእሲ ፡ ለጀቱ ፡
እደው ፡ በንዋዩ ፡ እደደልዎ ፡ ለ፩ዱ ፡ እምኔ
ዮሙ ፡ ከመ ፡ ይሥራዕ ፡ ውስቱቱ ፡ በባሕ
ቱቱ ፡ ዘእንበለ ፡ ለእመ ፡ ኮነ ፡ አምሳለ ፡ አግ
ሶዞ ፡ ገብር ፡ ዘእንበለ ፡ ነግሐ ፡ በዛ ፡ ዘዩንቱ፡
ወኢትእዛዝ ፡ ዘእንበለ ፡ አማን፡ገደ፡ ኅዘ፡

በአስተዳዳሪነት ፡ ስለ ፡ መኻም ።

በመደግነት ፡ በእጁ ፡ ይሁን ፡ ሳይዘው ፡ በገን
ዘቡ ፡ ቢገዛለት ፡ በእጁ ፡ የተያዘ ፡ ይሁን ።

፩ሺ፶፫ በታወቀ ፡ ገንዘብ ፡ ግዥ ፡ መጋቢ ፡ ቢያደርገው ፡
ለራሱ ፡ ሊገዛው ፡ አይገዛውም ። በአመገባ፡ገቦ ፡
ስም ፡ የገዛውን ፡ ሁሉ ፡ ይልቁንም ፡ በገንዘቡ ፡
ቢሆን ፡ በፈቃዱ ፡ ካልሆነ ፡ በቀር ፡ ለራሱ ፡
ሊያደርገው ፡ አይገባውም ። በሚሸጠው ፡ ከዋ
ጋው ፡ በሚያንስ ፡ በመግዛትም ፡ ከእርሱ ፡
(ከዋጋው ፡) በሚበዛ ፡ በውሰጡ ፡ መቆጣጠር ፡
በሚሆንበት ፡ ጊዜና ፡ በታ ፡ ለመጋቢው ፡ ሊቆ
ጣጠር ፡ አይገባውም ። ከገዢና ፡ ከሻጭ ፡ ጋራ ፡
በተሰማማበት ፡ ልክ ፡ ካልሆነ ፡ በቀር ፡ ይኸ
ውም ፡ በአዋቂዎች ፡ ውሳኔ ፡ መካከል ፡ እንደ
መተላለፍ ፡ ያለ ፡ ነው ። ይልቁንም ፡ ከወገኖቹ ፡
ጋራ ፡ ያሉ ፡ አባቱና ፡ ልጁ ፡ የወንድ ፡ ልጁ ፡
ልጅና ፡ ሚስቱ ፡ ተቆጣጣሪዎች ፡ ናቸው ።

፩ሺ፶፬ መጋቢው ፡ አንዲት ፡ በግ ፡ ይገዛለት ፡ ዘንድ ፡
፩ ፡ ዲናር ፡ የሰጠው ፡ ሰው ፡ ከእነርሱ ፡ እያንዳ
ንዲ ፡ አንዳንድ ፡ ዲናር ፡ የምትሆን ፡ ፪ ፡ በጎች ፡
በዚያ ፡ ቢገዛለት ፡ እነዚያ ፡ ለአመገባ፡ገቦ ፡ ይሁኑ ።
በታወቀ ፡ ዋጋ ፡ ለሰው ፡ በመሸጥ ፡ መጋቢ ፡ ቢያ
ደርገው ፡ ፈቃዱ ፡ ያለዋጋ ፡ ብቻ ፡ ካልሆነ ፡
በዋጋ ፡ ሁኔታ ፡ የተረጋገጠ ፡ ከሆነ ፡ በዚያው ፡
ገንዘብ (ዋጋ) ፡ ዋጋው ፡ ለሌላው ፡ ተገባው ።

፩ሺ፶፭ ምስክር ፡ የሌለበት ፡ ክርክር ፡ ቢሆን ፡ እንደመ
ጋቢው ፡ ቃል ፡ ይሁን ። እነሆ ፡ እርሱ ፡ በገን
ዘቡ ፡ እምኖታልና ። እርሱ ፡ ሳይኖር ፡ በአመ
ጋቢው ፡ ፈንታ ፡ ሰዳ ፡ ቢክፍል ፡ ለባለዕዳውም ፡
ባያሰማ ፡ ከዚህ ፡ በኋላ ፡ ባለዕዳው ፡ ቢክድ ፡
ሰዳ ፡ ይገባዋል ። መጋቢው ፡ ከሌላ ፡ ሰው ፡
ዘንድ ፡ ገንዘብ ፡ አደራ ፡ ቢያኖር ፡ አደራ ፡ ያስ
ቀመጠው ፡ ገንዘብ ፡ ለአመጋቢው ፡ እንደሆነ ፡
ለምስክር ፡ ያሰማ ።

፩ሺ፶፪ አንድ ፡ ሰው ፡ ለሁለት ፡ ሰዎች ፡ በገንዘብ ፡
መጋቢ ፡ ቢሆን ፡ ከእነርሱ ፡ ለአንዱ ፡ ብቻውን ፡
ሊሠራበት ፡ አይገባውም ። ስለእርሱ ፡ ፈንታ ፡
ዋጋ ፡ ያለመቀበል ፡ ባሪያን ፡ ነፃ ፡ ማውጣትን ፡
የመሰለ ፡ ነገር ፡ ካልሆነ ፡ በቀር ፡ በእርሱ ፡
ዘንድ ፡ ያለ ፡ አስተማጭው ፡ ከሌለ ፡ ወደም ፡

አንቀጽ : ፴፩ =

ሰለ : ነፃነትና : ባርነት =

አው : ፈጽሞ : ዕዳ : ዘላለሁ ።
፩ሺ፵፫ ወዘተሳየጠ : ገብረ : ይደልዎ : ከመ : ይገኘር :
ዘንተ : ውስተ : መጽሐፍ : ዘተሳየጠ ። ወኢ
ይደልዎ : ለመጋቢ : ከመ : ያመግብ : ላዕለ :
ዘእመግብዎ : ባቲ : ዘእንበለ : ትእዛዘ : እመ
ጋቢሁ : እው : ከመ : ይብጻሕ : ወኢይክል
እዎ : እው : በእንተ : ዓጻባ : ከሁት ።

ዕዳ : ከሌለበት : ማዘዝ : እይገባውም ።
፩ሺ፵፫ ባሪያ : የገዛ : ሰው : ይህን : የገዛውን : በመጽ
ሐፍ : ውስጥ : ሊጽፈው : ይገባዋል ። መጋቢ :
እርሱን : መጋቢ : በእደረጉባት : ላይ : ለላ :
መጋቢ : ሊሾም : እይገባውም ። በእመጋቢው :
ትእዛዝ : ካልዞን : በቀር : ደርሶ : እስኪመለስ :
ወይም : በታወቀ : ጭንቅ : እይከልክሉት ።

፩ሺ፵፬ ወኢይጻእ : ምግብና : እመጋቢ : ዘእንበለ :
በሥምራተ : እመጋቢ : ባሕቲቲ : አላ : እስከ :
ይበጽሕ : ከዋን : ወኢይወዕእ : እምኔሃ : በፈ
ቃይ : ርእሱ : ዳእመ : እስከ : የእምር : እመጋ
ቢሁ : ወእስከ : ያወፍዮ : ከመ : ይሥራዕ : በን
ዋዩ : አው : ከመ : ይርከብ : መጋቢ : ካልእ :
በእምሳሌሁ : ወማእከኔ ። ወእምከመ : ወዕእ :
፩ዱ : እምኔሆመ : እምግብና : ሥርዓት : በምት
እው : ለእመ : ቦቲ : መላኪ : በላዕሊሁ : ተሥ
ዕረት : ምግብናሁ : ለእመ : አእመረ : ካልእ :
አው : ኢያእመረ ። ወለእመ : ዐብደ : መጋቢ :
ዕባይ : ብዙን : እው : ስእን : ስእን : ከሁተ :
በእምሳለ : ሁረት : ወዘይመሰሎ : በጠለት :
ለእመኔ : አእመረ : እመጋቢሁ : እው : ኢያእ
መረ ።

፩ሺ፵፬ ምግብና : ያለ : እመጋቢው : ፈቃድ : ካልዞን :
በቀር : ከመጋቢው : እይውጣ ። ሁኔታው :
እስኪደርስ : ድረስ : ነው : እንጂ ። በራሱ :
ፈቃድ : ከሹመቱ : እይወጣም ። እመጋቢም :
እውቆ : በገንዘቡ : ይሠራበት : ዘንድ : እስኪሰ
ጠው : ድረስ : ወይም : በመሰሉ : ለላ : መጋቢ
እስኪያገኝ : ድረስ : መቸም : መች : ይቆይ :
እንጂ ። ከእነርሱ : አንዱ : በምት : ከምግብና :
ሥርዓት : ቢወጣ : ወይም : በእርሱ : ላይ :
ሌላ : ገዢ : ቢኖርበት : ሌላው : ቢያውቅም :
ባያውቅም : ምግብናው : ትቀራለች ። መጋቢው
ብዙ : ስንፍና : ቢሰንፍ : ወይም : የተገለጸ :
ድካም : ቢደከም : መታወርና : የመሰለውንም :
በመሰለ : ነገር : እመጋቢው : ቢያውቅም : ባያ
ውቅም : ምግብናው : ትቀራለች ።

አንቀጽ : ፴፬፻፩ ።

አንቀጽ : ፴፩ ።

በእንተ : ግዕዝን : ወግብርናት : ወአግግደን ።

ለለነፃነት : ስለተገዢነት : ስለ : ነፃ : እውጭ
ዎችም : ይናገራል ።

፩ሺ፵፭ ወመብዝሳተኔ : እምቀኖና : ነገሥት : ጠስ :
ዘ፴ወ፩ቱ : መክ : ዘ፴ወ፩ቱ : ዘ፴ወ፩ቱ : ዘ፴
፯ቱ : ዘ፴ወ፫ቱ ። ወዘተርፈሂ : እምኔሁ : በከመ
ፍትሐ : እእምሮ : ውእቲ : እስመ : ነሎመ :
ሰብእ : ሱተፋን : ውስተ : ግዕዝን : በሥርወ :
ፍጥረታዊ ። ወዳእሙ : ጸብእ : ወንይለ : ፈረስ :
ታመጽእ : በመ : ከመ : ይትቀነዩ : በበይናቲ
ሆመ : እስመ : ሕገ : ጸብእ : ወመዋእ : ትራስ
ዮመ : ለምወእን : እግብርተ : ለመዋእደን ።

፩ሺ፵፭ እብዛኛውም : ከፍትሐ : ነገሥት : የተገኘ :
ነው ። ጠስ : ፴፩ ። መክ : ፴፭ ። ፴፮ ። ፴፯ ። ፵፫ ።
ከእርሱ : የቀረውም : እንደ : እእምሮ : ፍርድ :
(እስተያየት) : ነው ። ስዎች : ሁሉ : በጥንተ :
ተፈጥሮ : በነፃነት : እንድ : ናቸውና ። መጣ
ላትና : የፈረስ : ጉልበት : እርስበርሳቸው :
ይገዙ : ዘንድ : (መገዛትን) : ታመጣባቸዋለች :
እንጂ ። የጠብና : የማቸናፍ : ሕግ : ድል : የሆ
ኑትን : ድል : ላደረጉት : ባሮች : (ተገዦች) :
ታደርጋቸዋለችና ።

፩ሺ፵፮ ወእራትኔ : ታጤይቅ : ከመ : ይቅንይዎመ :
ለውዑእን : እምሃይማኖት : ወዘሂ : ተወልዱ :
እምኔሆመ ። እስመ : ጽሑፍ : ውስቴታ : ዘይ
ብል : ይኩን : ለክመ : አግብርተ : ወእእማተ :

፩ሺ፵፮ እራትም : ከሃይማኖት : የወጡትንና : ከእነ
ርሱም : የተወለዱትን : እንዲገዟቸው : ታሰረ
ዳለች ። እንዲህ : የሚል : ጽሑፍ : በውስጡ :
እለና ። በዙሪያችሁ : ካሉ : ከእሕዛብና : አብረ

አንቀጽ : ፴፩ =

ሰለ : ነፃነትና : ባርነት =

እለ : ትንሥእዎሙ : እምእሕዛብ : እለ : ይነብሩ : በዓውድክሙ : ወእምነ : ፈላስፎን : እለ : ይነብሩ : ምስሌክሙ : ወእምኒዎሙ : ተግዮቡ : ወእምዘርእሙ : ዘተወልደ : ውስተ : ምድርክሙ : ወይኩኑ : ለክሙ : ዘትወርሰዎሙ : ወለደቲቅክሙ : እምድኅራዎሙ ::

፩ሺ፵፯ ወእይደሉ : ሠይጠ : ገብር : ምእመን : ለዘእየእምን : ወውሉዱ : ለገብር : ምልክና : ለመላኪዎሙ : እመኒ : ተወልዱ : እምእግዓዚት : አው : እምአመት ::

፩ሺ፵፰ ወወልደ : እመት : ቅኔት : ለመላኪሃ : እመ : ኮነ : እምእግዓዚ : አው : እምገብር : እመሢ : በእውስዞ : እው : እምዘሙት : ዘእኮነ : እምእግዚእ :: ወለእመ : ተግዕዘት : እንዘ : ስንሰት : ይእቲ : ውእቲ : ዘውስተ : ክርግ : ይከውን : ግዑዘ : በእንተ : ዘኮነ : መዋዕለ : ፅንሳ : ኪያሁ : እንዘ : ግዕዝት : ይእቲ : ወይደሉ : አግዕዙተ : ስኑስ : ባሕቲቲ : ዘእንበለ : እንተ : ማሰት : ኪያሁ :: ወወልዱ : ለእግዓዚት : እምእግዓዚ : አው : ገብር : ዘእግዓዝዎ : ወእመኒ : መለክዋ : እምድኅረ : ፅንሰት : ኪያሁ : ወእምቅድመ : ትለዶ : እስመ : ለእግዓዚኒ : ኢይዌስኩ : ዲበ : ግዕዛኑ : ግብርናተ : ካልኡ ::

፩ሺ፵፱ ወእግዕዞስ : እምግብር : ትሩፋት : ይእቲ : ድልሙት : ከመ : ይግበሩ : ኪያሃ : እስመ : ምጽዋት : ትርፍት : ይእቲ : ወእብሎተ : ብእሲ : ከመ : ይምልክ : ነፍሶ : በፍትሐ : ጥንተ : ግዕዘ : ጠባይኳሁ : ወእይትወቅ : ጥያቄሁ : ዘእንበለ : በጎዲገ : መላኪሁ : ወእመኒ : አግዓዞ : በካልእ : ፍና : ይደልዎ : ግጠ : ዘእሁ : እምቅድመ : ፍጻሜሁ :: ወለእመ : ተግዮቡ : ዳግመ : ይዘጥሉ : ፍናዋት : እስከ : ይደግም : ሐድሶቶሙ : ወእመኒ : አግዓዞ : ለጊዜ : ዘትመጽእ : ኢይደልዋ : ቅንዩት : ዘእንበለ : ዘትትለእኮ : እስከ : ጊዜ : ጎዲጎታ :: ወእምኒሃ : ባቲ : ትእዛዝ : ወነሱሉ : ዘተስነአዋ : እንቲእሃ : ወእምነ : ዘእይትቃወማ : ይደሉ : ዝ :: ወላዕሊሁ : ከመ : ይትለእኮ : ለወልዱ : እምድኅረ : ግዕዛኑ : ዓመታተ : እሙራተ : ወእኮ : ከመ : ይወሰን : ላዕሊሁ : ወላዕለ : ውሉዱ : ከመ : ይትቀንዩ : ሎቲ : ወለዘርእ : እምጣን : ሀለዉ :: ወይኩን : ሎሙ : ነሱ : ዘአጥረዩ : እስመ : ግብርናት : ትከውን : ዘዝንቲ : ውሳኔ ::

ዋችሁ : ከሚኖሩ : ከሰደተኞች : የምትወስዷቸው : ለእናንተ : ወንዶች : ባሮችና : ሴቶች : ባሮች : ይሁኗችሁ :: ከእነርሱ : በሀገራችሁ : ከተወለደ : ከዘራቸውም : ግዙ :: ለእናንተ : ከእናንተም : በኋላ : ለልጆቻችሁ : የምትወርሷቸው : ይሁኑ ::

፩ሺ፵፺ እማኒውን : ባሪያ : ላለመነ : ሰው : መሸጥ : እይገባም :: የባሪያ : ልጆቹ : ለጌታ : ገንዘቦች : ናቸው :: ከእመቤት : ወይም : ከባሪያዬቲ : ቢወለዱ ::

፩ሺ፵፻ የሴት : ባሪያ : ልጅም : ለጌትዋ : ሊገዛ : ይገባል :: ከጌታ : ወይም : ከባሪያ : የተወለደ : ቢሆን : በገብቻ : ወይም : ከጌታዋ : ያይደላ : በዝሙት : ቢሆን : ፀንሳ : ሳለች : ነፃ : ብትወጣ : እርሱን : የመፅነሷ : ወራት : ነፃ : ሳለች : ሰለሆነ : በሆዷ : ያለውም : ሕፃን : ነፃ : ይሆናል :: እርሱን : ከፀንሰችው : በቀር : የተፀነሰውን : ብቻ : ነፃ : ማውጣት : ይገባል :: ከጨዋ : የተወለደ : ነፃ : የወጣች : የባሪያ : ልጅ : ወይም : ነፃ : ያወጡት : ባሪያ : እርሱን : ከፀንሰችው : በኋላ : ላትወልደው : ቢገዟት : ለጌታም : ዘነፃነቲ : ላይ : የሌላውን : ተገዥነት : እይጨምሩምና ::

፩ሺ፵፻፱ ከትሩፋት : ወገን : የምትሆን : ነፃ : ማውጣትስ እርሷን : ያደርጉ : ዘንድ : የምትገባ : ናት :: ፍጽምት : ምጽዋት : ናትና : ለሰው : ሥልጣን : መስጠትም : በጥንታዊ : የተፈጥሮው : ጠባይ : ፍርድ : ራሱን : ይገዛ : ዘንድ : ነው :: በገዢው : መተው : ካልሆነ : በቀር : ፅርግጡ : እይታወቅም :: በሌላ : መንገድ : ነፃ : ቢያወጣው : ነፃ : መውጣቱ : ከመፈጸሙ : እስቀድሞ : ዋጋው : ይገባዋል :: ዳግመኛ : ቢገዛው : እነርሱን : ማደስ : እስኪደግም : ድረስ : ነገሮች ይቀራሉ : (ያፈርሳሉ) : ሰሚመጣው : ጊዜ : ነፃ : ቢያወጣት : እስከሚተዋት : ጊዜ : ድረስ : ከምታገለግለው : በቀር : መገዛት : እይገባትም :: ከእርሷም : ትእዛዝ : አለባት :: የተሰማማት : ሁሉ : የእርሷ : ነው :: ከማይቃወማትም : ወገን : ይህ : ይገባል :: ከነፃነቱ : በኋላ : በታወቁ : ዘመኖች : ልጅን : ያገለግለው : ዘንድ : ለእርሱ : ይገባል :: ለእርሱና : ለልጆቹ : ባለብት : ዘመን : ልክ : ያገለግላችሁ : ዘንድ : በእርሱ : ላይና : በልጆቹ : ላይ : ሊወ

አንቀጽ : ፴፩ ።

ሰለ : ነፃነትና : ባርነት ።

ሰን : እይደለም ። የገዙት : ሁሉ : ስእነርሱ : ይሁን ። ባርነት : በዚህ : ውሳኔ : ትሆናለችና ።

፩ሺ፶ ወግዕዛንሰ : ትትራጸም ። በአግዕድታ : ውስተ : ቤተ : ክርስቲያን : እው : በሀልዎቱ : ስሊቅ : ኤጲስቆጶስ : እው : ቀሲስ : እው : በጅቱ : ሰማ ሶታት : ወትኩን : በመልእክቱ : እው : በጽ ሒረ : ትእዛዙ ። ወእመሰ : ኮነ : በትእዛዙ : ይከውን : ፍትሐ : ዜእዙ : ከመ : ፍትሐ : ተዋ ርሶ : ወግዕዛንሰ : ይከውን : ለሁሉ : እግብርት : እው : በፍልጠት ።

፩ሺ፶ ነፃነትሰ : በቤተ : ክርስቲያን : ውስጥ : እስ ቃው : ኤጲስቆጶስ : ወይም : ቄሱ : ወይም : ፫ : ምስክሮች : ባሉበት : በግልጽ : ትፈጸማ ለች ። በደብዳቤው : ወይም : ትእዛዙን : በመ ጸፍ : ትሁን ። በትእዛዙ : ቢሆን : ግን : ፍርዱ : እንደ : መወራረስ : ፍርድ : ይሆናል ። ነፃነ ትሰ : ለባሪያዎች : ሁሉ : ወይም : በመለየት : ይሆናል ።

፩ሺ፶፩ ወዘአጥረየ : ቸተ : አግብርተ : ወአግዛዙ : ፩ድ : ይደልዎ : ሎቱ : ወለእመ : ፈቀደ : ይግዛጥ : እለ : ተርፉ : ይደልዎ ።

፩ሺ፶፩ ፫ : ባሮች : የገዛ : ሰው : እንዲን : ነፃ : ቢያወ ጠው : ይገባዋል ። የቀሩትንም : ሊሸጥ : ቢወድ ይገባዋል ።

፩ሺ፶፪ ወዳዲ : ግዕዛን : ትከውን : ለአግዕድ : ገብር : ነሉንታው : ወለክፍል : እምኔሁ : ወዘሰ : መለክ : ግልሰተ : እድ : እምን : ገብሩ : ወአግ ዓዛ : ብወሐኔ : ሎቱ ። ወለእመ : ፈቀደ : ሠደጠ : ነሉንታው : ወአግዕድተሃ : ይደሉ : ላዕሰ : ተሳትፎቱ : በግጥ : ዜእው : በዘኮን : ወእምክመ : ተግደጠ : እምኔሁመ : ይደልዎ : አግዕድቱ : ወግጥ : ትኑይ : እምሳለ : ንዋይ : በጊዜ : ንቡር : ወተገብሩ : ወእጸጸ : ወፍድ ፋዴ : በእምጣን : ግብር : እዱ : ወሐጸጸ : ወአያእምሮቱ : እው : ብዙን : ዓመታቲሁ ። ወይደሉ : ተግደጠ : ምእመን : እም እለ : ኢኮነ : ምእመናን : በዘይደልዎ ።

፩ሺ፶፪ ዳግመኛም : የባሪያን : ሁለመናውን : ከእር ሱም : በክፈል : ነፃ : ማውጣት : ትሆናለች ። ከባሪያው : ሦስት : እጅ : የገዛ : ሰው : ነፃም : ሊያወጣው : ቢወድ : መብትፍ እለው : በሙሉ : ሊሸጠው : ነፃም : ሊያወጣው : ቢወድ : በዘ ነው : በዋጋው : ሊሰማማ : ይገባል ። ከእነር ሱም : ቢገዛ : ነፃ : ሊያወጣው : ይገባዋል ። የተገዢውም : ዋጋ : በታወቀ : ጊዜ : እንደ : ገንዘብነቱ : ነው ። ሊበዛና : ሊያንሰ : በእጁ ሥራ : ልክ : መብዛትና : ማነስ : እንዲለማ ወቁ : ወይም : እንደዕድሜው : መብዛት : ነው ። እማኒውን : (ባሪያ) : ካለመኑት : ሰዎች : በማገባው : መግዛት : ይገባል ።

፩ሺ፶፫ ወደግዕዛ : ገብር : እምእግዚአ : በእንተ : ጌቱ : ግብርት ። ተዳማዊ : ለእመ : ተነዮ : ፩ዱ : እምወላድያኒሁ : ወእምእለ : ተደምዎሙ : አው : ለእመ : ተነዮ : ፩ዱ : እምውሉዶሙ : ወእለ : እምድግራሆሙ : አው : ፩ዱ : እምአ ኃዋሁ : እው : ፩ዱ : እምእለ : ይመርስዎ : ይደ ልዎሙ : አግዕድቱ ። ወለእመ : መለክ : ክፍለ : እምኔሁ : እው : ሀ : ካልእ : በይመልኮ : ወለ እመ : ኮነ : ወእቱ : ባዕለ : ይደልዎ : ከመ : ይግዛጥ : ነሉንታው : ወደግዕድ : ነሉንታው ።

፩ሺ፶፫ ባሪያ : ከገታው : ስለ : ጌ : ሥራዎች : ነፃ : ይውጣ ። መጀመሪያው : ከወላጆቹ : ከቀደሚ ችውም : (ካያቶቹ) : እንዲ : ቢገዛው : ወይም : ከልጆቻቸውና : ከእነርሱም : ቀጥሎ : ካሉት : (ከልጅ : ልጆቻቸው) : እንዲ : ቢገዛው : ወይ ም : ከወንድሞቹ : እንዲ : ወይም : ከወራሾቹ : ወገን : እንዲ : ቢገዛው : ነፃ : ማውጣቱ : ይገ ባቸዋል ። ከእርሱ : በከፈል : ቢገዛው : ወይም : ሌላ : የሚገዛው : ቢኖር : እርሱ : ባለጸጋ : ከሆ ነ : በሙሉ : ገዢቶ : በሙሉ : ነፃ : ሊያወጣው : ይገባዋል ።

፩ሺ፶፬ ወዳግም : ለእመ : ተወክሮ : ወእቱ : አው : ብእሲቱ : በጥምቀተ : ክርስትና : እው : ወለቱ : በእእምሮ : ወላድያኒሃ : አው : ኮነ : ካወን : በፈቃድ : እግዚአ : አው : ኮነ : መነኩስ : ይደሉ : እንከ : አግዕድቱ ።

፩ሺ፶፬ ሁለተኛው : እርሱ : ወይም : ሚስቱ : ወይም : ሴት : ልጁ : ወላጆቹ : እውቀው : በጥምቀተ : ክርስትና : ቢቀበሉት : ወይም : በኔታው : ፈቃድ : ካዘን : ቢሆን : ወይም : መነኮሲ : ቢሆን : ነፃ : ማውጣቱ : ይገባል ።

፩ሺ፶፭ ወግልሰሂ : ለእመ : ረሰዮ : ሐራዊ : ይደሉ :

፩ሺ፶፭ ሦስተኛው : ወታደር : ቢያደርገው : ነፃ : ማው

እግዕዳጅ ::

፩ሺ፶፮ ወራብዕሃ : ሰእመ : አድነኖ : ለእግዚአ : እም ቀትል : እመሃ : በተቃትሎቱ : ዘየንቱሁ : እው : እምክር : ከመ : ይትዕተብ : ያግዕዞ : በፍዳሁ ::

፩ሺ፶፯ ወንምሰሃ : ለእመ : እግዕደዋ : ለዕንስት : ወል ዳኒ : ግዑዝ : ውእቱ ::

፩ሺ፶፰ ወሳድሰሃ : ለእመ : ተእስሪ : ገብር : ወተመ ይጠ : ኅበ : እግዚአ : በፈቃዱ : እምደኅሪ : ጸንዐ : ውስተ : እደ : ጸላእ : ይደልዎ : ግዕ ዛን ::

፩ሺ፶፱ ወሳብዕሃ : ለእመ : ሞተ : እግዚአ : ወእልዐ : ዘደወርዕ : ዘእንበለ : እግዚእቱ : ወቤተ : መን ሥት : ይደልዎ : ግዕዛን ::

፩ሺ፷ ወዘእግዕዘ : ገብር : በእንተ : እግዚአብሔር : እው : በእንተ : እደኒ : ገጽ : እምገጽት : እመ : ኮን : ፍቁር : እው : ጽሉእ : ይደልዎ : ግዕዛን ::

፩ሺ፷፩ ወዘሃ : ተአመን : እምግዑዛን : በረቀ : ቅንዩት : ለካልእ : ወፈቃደ : ከመ : ይሠየጥ : ወለእመ : ኅሰፈ : መዋዕሊሁ : እምጸ : ዓመት : ወተዓገ ሠ : ላዕለ : ዝንቱ : ተአምኖ : እስከ : ይሠይጠ : እው : ይራሰዩ : ሕዜ : ሰብእሲቱ : ይከውን : ገብረ = ወፈድፋደሰ : ሶበ : ተነግረ : ከመ : ውእቱ : ተሰንእው : ምስሰ : ዘገራ : ላዕለ : ሄጠ : ዘእሁ :: ወእመሰ : እ.በጽሐ : ኅበ : ዝንቱ : ዓመታት : ድልው : ለፈታሒ : ወለመ ኩንን : ከመ : ያውሰእዎ : እምእደሁ : ወእም እደ : ዘተግየጠ : እምኒሁ : ወደኩን : ግዑዘ ::

፩ሺ፷፪ ወደደሱ : ለገብር : ዘእግዓዝዎ : ከመ : ይትመ የጥ : ውስተ : ቅንዩቱ : ሶበ : ተጠየቀ : ቦቱ : ኅበ : ፈታሒ : ከመ : ውእቱ : ረገሞ : ለእግዚአ ወዘበጠ : እው : ዘበጠው : ለውሉዳ : ዘእንበለ : ሥምረቱ : እው : እግጉለ : ንዋዮ : በእደ : ካልእን : ፈቃደ : ከመ : ያሕሥም : ላዕሌሁ :: ወፈድፋደሰ : እመ : ገብረ : ሕሠመ : ላዕለ : ሕይወቶሙ : ይደልዎ : በከመ : ተእዘዘ : በእ ረት :: ወእደኅድኅ : እግዚአ : በግዕዛን : ወይ ፃእ : ከዋኖ : ዕፋቀ : እምብዕሉ ::

፩ሺ፷፫ ወእደደሱ : ከመ : ትትወሰብ : እግዓዚት : ለገ ብር : ወትንበር : ኅቤሁ : በቤተ : እግዚአ : እው : ታንብር : ኅቤሃ : በፈቃደ : እግዚአ : ወእመሃ : ትካውን : ይእቱ : ከግዑ : ውስተ :

ባቱ : ይገባል ::

፩ሺ፶፮ አራተኛው : ጌታውን : ከሞት : ቢያድነው : ሰለእርሱ : በመዋጋትም : ቢሆን : ወይም : እን ዲጠነቀቅ : ቢመከረው : ብድሩን : (ዋጋውን) : ነፃ : ያውጣው ::

፩ሺ፶፯ እምስተኛውም : የፀንሰችውን : ባሪያ : ነፃ ጌ ቢያወጧት : ልጅዋም : ነፃ : ነው ::

፩ሺ፶፰ ስድስተኛውም : ባሪያ : ቢታሠር : በጠላት : እጅ : ከቆየ : በኋላ : በፈቃዱ : ወደጌታው : ቢመለስ : ነፃነት : ይገባዋል ::

፩ሺ፶፱ ሰባተኛውም : ጌታው : ቢሞት : ከእመቤቱና : ከቤተ : መንግሥት : በቀር : ወራሽ : ባይኖ ረው : ነፃነት : ይገባዋል ::

፩ሺ፷ ባሪያውን : ሰለእግዚአብሔር : ብሎ : ከምክን ያቶች : በማናቸውም : ምክንያት : ነፃ : ያወጣ : ሰው : የሚወደውም : ወይም : የሚጠላው : ቢሆን : ነፃነት : ይገባዋል ::

፩ሺ፷፩ ነፃ : ከሚወጡት : ባሮች : በመገዛት : ደብዳቤ : ሰሌላው : ቢያምን : ሊሸጥም : ቢወድ : ዕድ ሚጫም : ከኻያ : ዓመት : ቢያልፍ : እስኪሸ ጠው : ወይም : ለሚሰቱ : ማጫ : እስኪያደ ርገው : ድረስ : በዚህ : በማመን : ቢታገሥ : (ቢፀና) : ባሪያ : ይሆናል :: ይልቁንም : ከሸ ጠው : ሰው : ጋራ : በዋጋው : እንደተሰማማ : በተነገረ : ጊዜ : ወደዚህ : ዓመት : (ኻያ : ዘመን) : ባይደርስ : ግን : ሰዳኛና : ለገዢ : ከእ ጁና : ከእርሱ : ከገዛውም : ሰው : እጅ : ሊያወ ጡት : እገባብ : ነው :: ነፃም : ይሁን ::

፩ሺ፷፪ ነፃ : ያወጡት : ባሪያ : ጌታውን : እንደረገመ ውና : እንደመታው : ወይም : ልጆቹን : ያለ ፈቃዱ : እንደመታቸው : ወይም : በእርሱ : ላይ : ክፉ : ሊያደርግ : ወድዶ : በሌሎች : እጅ : ገንዘቡ : እንደጠፋበት : ዘዳኛ : ዘንድ : ቢመሰክር በት : ወደመገዛቱ : ሊመለስ : ይገባል :: ይል ቁንም : በሕይወታቸው : ላይ : ክፉ : ቢሠራ : በእራት : እንደታዘዘው : ይገባዋል :: ጌታው : በነፃነቱ : እይተወው = ከሀብቱ : ባዶ : ሁኖ : ያውጣ ::

፩ሺ፷፫ ነፃ : የወጣች : ባሪያ : ሰባሪያ : ሚስት : ልት ሆን : በጌታውም : ቤት : ከእርሱ : ጋራ : ልትኖር : ወይም : በጌታው : ፈቃድ : በእርሱዋ ዘንድ : ልታኖረው : እይገባም :: ያንገዜ : እር

አንቀጽ : ፴፪ =

ሰለ : ሞገዚትነት =

ግብርናት : ስእግዚኡ =

ደም : እንደእርሱ : ለጌታው : በተገኘነት : ውስጥ : ትሆናለች =

፩ሺ፷፬ ወዘኔሙ : ለግብረ : ካልኡ : ዘእኮነ : ሎቲ : ወጎብኦ : ወእርጎቆ : ይደሉ : ላዕሌሁ : መዶ ሶተ : ግብር : ስእግዚኡ : ወዶወስከ : ላዕሌሁ : ካልኦ : ግብረ : እው : ሤሎ = ወከማሁ : ዘእጎ ደረ : ግብረ : ካልኡ : ዘእኮነ : ሎቲ : ወረሰዮ : ግብረ : ስርእሱ : እንዘ : የእምር : ከመ : ውእቲ : ኮነ : ግብረ : ካልኡ : ውእቲ : እሚሃ : ይኩን : ከማሁ : በውስተ : ግብርናት : ለዘ : በእማን : እግዚኦ : ዚእሁ =

፩ሺ፷፬ የእርሱ : ያልዘነውን : የሌላውን : ባሪያ : ያባ በለ : እርቆም : የሸሸገ : ሌላ : ሁለተኛ : ባሪያ : ወይም : ዋጋውን : ጨምሮ : ለጌታው : ሊመ ልሰው : ይገባል = እንደዚኸውም : የእርሱ : ያልዘነውን የሌላውን : ባሪያ : ያሳደረ : የሌ ላው : ባሪያ : እንደሆነም : እያወቀ : ለራሱ : ባሪያ : ያደረገው : የንግዜ : እርሱ : ስዕውነተ ኛው : ጌታው : በባርነት : እንደእርሱ : ይሁን =

አንቀጽ : ፴፬ ወይቲ =

አንቀጽ : ፴፪ =

በእንተ : ምግብና =

ሰለ : እስተዳደር : ይናገራል =

፩ሺ፷፭ ዘእምጽእም : እምእብጥሊስ : ወዘደመስሎ : ወዘደደሉስ : ለምግብና : ጀቱ : ግብራት : ቀዳ ማዋ : ለዘእይትከሀሎ : ያእምር : ዘውስተ : ልቡ : ዘደደሉ : ለፍጽሚ : ጠባይዕ : ወዘደሤኒ : ለሥምረቱ : እመኒ : በምክንያተ : ጋኔን : ዘያ ጌብሮ : ወዝነቱ : ዐብድ : ውእቲ = አው : በአ ማስኖ : ናላሁ : በደዌ : ወዝንቱኒ : ዝንጉዕ : ውእቲ : ዘቀደመት : ግብሩ : አው : ሶበ : እቢ ጽሐ : ናላሁ : ፍጹመ : ወዝንቱኒ : ሕፃን : ውእቲ : ዘእቢጽሐ : እስከ : ኀወጃቱ : ዓመት = አው : እስመ : ቀዳሚት : ግብሩ : ለእመ : ደክ መት : በጠባይዕ : እንዘ : ይትጌበር : ባቲ : ወውእቲ : ድጎረ : ልህቀ : ወቀርቦ : ጎበ : የት ዓመት : ወቀዳሚት : ግብሩ : ኮነት : ድጎንተ : ወፍጽምተ : ወባሕቱ : እቲግበረ : ባቲ : ዘዘዶ ደልዋ : ወውእቲ : ስኡን = አው : እመ : ውእቲ : ተገበረ : ባቲ : ግብረ : በዘያሐሥም : በዝንቱ : ዓለም : ወደጋሪታ : ወዝንቱኒ : እን ዝሀሉል : ውእቲ : በሥርዓቱ : ወንዋዩ : ዘከመ : ዘራዊ : በእስተዋዕለታት : ወእጥፍእ = ወዝንቱኒ : ይትጎቀብ : በጽኑዕ : ከሙ : ካዕበ : እንዝጎሉሉ : ኢይኩን : በውስተ : ሃይማኖቱ : በሰቢስ : ሕርመታት : ወእብዝኖ : ፍትወ ታት : ወዜናሁስ : ለእንዝጎሉል : ይትናጸር : ምስለ : ዜናሁ : ለልብው =

፩ሺ፷፭ ከእብጥሊስና:ከሚመስለውም:ያመጡት:ነው:: ለአስተዳደር:የሚገቡስ:፪:ሥራዎች:ናገኛው:: መጀመሪያው: ለፍጹም:ባሕርዩ:የሚገባውንና ለፈቃዱ:የሚሰማማውን:በልቡ:ውስጥ : ያለ ውን:ሊያውቅ:ለማይቻለው:ሰው: ነው:: በሚ ጥለው:ጋኔን:ምክንያትም:በሆን: ይህም:ዐላ ዋቂ:ነው:: ወይም:በደዌ : አእምሮውን:በማ ጣት:ይኸውም:የቀደመች:ሥራውን : የሚዘ ነጋ:ነው:: ወይም:አእምሮው: ወደፍጹምነት : ያልደረሰ:ይኸውም : እስከ : ከሥራስምንት : ዓመት:ያልደረሰ:ሕፃን:ነው:: ወይም:የመጀመ ሪያዬቱ:ሥራው:እየሠራበት:በባሕርዩ : ብት ደከም:ይኸውም:ሸምግሎ: ወደመቶ:ዓመት : ስለቀረበ:ነው:: የቀደመች:ግብሩም:ደጎና:ፍጽ ምት:ነበረች:: ነገር:ግን:በሚገባት : አልሠራ ባትም:ይኸውም:ይከማ:ነው:: ወይም : በዚ ህና:በኋለኛው:ዓለም:የሚጎዳ : ሥራ:በሠራ ባት:ይኸውም : በሥርዓቱና : (በእስተዳደሩ :) በንንዘቡ : ንዝጎላል : ነው : ይኸውም : በማወ ጣጣትና : በማጥፋት : ገንዘቡን : እንደሚበ ትን : ነው : ይህም : የተከለከለውን : በመል በሰና : ዝሙትን : በማብዛት : ዳግመኛ : በሃይ ማኖት : ንዝጎላል : እንዳይሆን : በጽኑ : ይጠ በቅ = የንዝጎላል : ሰው : አስተያየት : ከአስተ ዋዩ : ሰው : አስተያየት : ጋራ : ይነፃፀራል =

፩ሺ፷፮ ወግብርኒ ፡ ዳግማዊ ፡ ዘይክልእ ፡ ለሰባዊ ፡ መግቦተ ፡ ርእሱ ፡ በንዋዩ ፡ ወውእቱ ፡ ገብር ። ወለዘሂ ፡ ሀለው ፡ በታሕተ ፡ ምግብና ፡ እመ ፡ ኮነ ፡ ሀብደ ፡ አው ፡ ዝንጉዐ ፡ አው ፡ ሕፃን ፡ ንኡሱ ፡ አው ፡ እረጋዊ ፡ ዘረሰሀ ፡ በመዋዕሊሁ ። ኢይደልዎሙ ፡ ለእሱ ፡ ከመ ፡ ይሥርዑ ፡ እ ፡ በእሱተዋሰዞ ፡ ወእ ፡ በተእምኖ ፡ ቃል ፡ እ ፡ ለነፍሱሙ ፡ ወእ ፡ ለካልእኒዮሙ ። ወእመኒ ፡ ኮነ ፡ የዋሀ ፡ እው ፡ እንዝንሉሉ ፡ ደለዎ ፡ ከመ ፡ ይትመገብ ፡ በንዋዩ ፡ ርእሱ ፡ ወእኮ ፡ ንዋዩ ፡ ካልእ ፡ በትእዛዘ ፡ አመጋዘሀ ፡ ባሕቲቱ ።

፩ሺ፷፯ ወለእመኒ ፡ ገብር ፡ ውእቱ ፡ ይደሉ ፡ መግቦቱ ፡ በትእዛዘ ፡ እግዚእ ፡ ባሕቲቱ ፡ ወይደልዎ ፡ እምድጎረ ፡ ግሰዮን ፡ ከመ ፡ ይእመን ፡ ሳሰለ ፡ ነፍሱ ፡ በከዊን ፡ ግብርናት ። ወለእሉ ፡ ሰበ ፡ እጥፍእ ፡ ምንተኒ ፡ እምንዋዮሙ ፡ ይደልዎሙ ፡ ይፍድዩ ። ወለእመ ፡ እዘዘ ፡ ዘሀሎ ፡ ታሕተ ፡ ምግብና ፡ በደዌሀ ፡ ትእዛዘ ፡ ሠናዩ ፡ ሕጋዊተ ፡ ወለእመ ፡ ኮነ ፡ ሀብደ ፡ አው ፡ ዝንጉዐ ፡ ኮነት ፡ እማነ ፡ ትእዛዘሙ ፡ እምድጎረ ፡ ሞቶሙ ። ወለእመኒ ፡ ኮነ ፡ ካልእኒዮሙ ፡ ኢይደዘውን ፡ እማነ ፡ እምኔፃ ፡ በእንበለ ፡ ዘይፈጽሞ ፡ መኩንን ፡ ወፈታሒ ።

፩ሺ፷፰ ወመጋቢኒ ፡ ውእቱ ፡ አብ ፡ ለእመ ፡ እሀለው ፡ ታሕተ ፡ ምግብና ፡ ወእምዘ ፡ ዘይሚግብ ፡ አብ ፡ ወእምዘ ፡ እኑ ፡ በበይ ፡ ወእምዘ ፡ እምኔው ፡ ወእምዘ ፡ እኅወ ፡ አብ ፡ ወእምዘ ፡ ወልደ ፡ እኅወ ፡ አብ ፡ ወዘይከውን ፡ ለባዌ ፡ እምእልኩቱ ፡ ነሎሙ ፡ ይቀድም ፡ እምካልእ ። ወዘማሰን ፡ ልቡ ፡ ወሎቱ ፡ ወልድ ፡ ጎሩይ ፡ ውእቱ ፡ ድልው ፡ እምዝኩራን ፡ ከመ ፡ ይኩን ፡ ምግብና ፡ በላሰሌሀ ፡ ወእምድጎረ ፡ እሉ ፡ ነሎሙ ፡ አብ ፡ በንብረት ፡ ዘውእቱ ፡ ሐፃኒ ፡ ወለእመ ፡ ኢተረክበ ፡ ፩ዳኒ ፡ እምእለ ፡ ተዘክሩ ፡ ፈታሒ ፡ ይግም ፡ መጋቢ ፡ ምእመን ፡ ዘይበቀሶ ፡ ወደርአይ ፡ ኪያሁ ።

፩ሺ፷፱ ወኢይደልዎ ፡ ለዘተሠይመ ፡ መጋቢ ፡ ከመ ፡ ይግረግ ፡ ምንተኒ ፡ ንዋዩ ፡ በእንበለ ፡ ሥዩም ፡ በእምታሕቱሀ ፡ ወዘእንበለ ፡ በእምጣን ፡ ሜጡ

፩ሺ፷፯ ሁለተኛው ፡ ግብር ፡ ዐዋቂን ፡ በገንዘቡ ፡ ራሱን ከማለተዳደር ፡ የሚከለክለው ፡ ነው ። ይኸውም ፡ ባሪያ ፡ ነው ። በመተዳደር ፡ ስር ፡ ያለ ፡ ዐላዋቂ ፡ ወይም ፡ ዝንጉዕ ፡ ወይም ፡ ትንሽ ፡ ሕፃን ፡ ወይም ፡ በዘመኑ ፡ ያረጀ ፡ ሽማግሌ ፡ ቢሆን ፡ ለእነዚህ ፡ በግጋባት ፡ ለራሳቸውም ፡ ቢሆን ፡ ወይም ፡ ለሌሎቹ ፡ በቃል ፡ መተማመን ሊሠሩ ፡ እይገባቸውም ። እላዋቂ ፡ ወይም ፡ ንዝንሳል ፡ ቢሆን ፡ በሌላው ፡ ገንዘብ ፡ ያይደለ ፡ በራሱ ፡ ገንዘብ ፡ በእስተዳዳሪው ፡ ትእዛዝ ፡ ብቻ ፡ ሊተዳደር ፡ ይገባዋል ።

፩ሺ፷፰ ባሪያ ፡ ቢሆንም ፡ በጌታው ፡ ትእዛዝ ፡ ብቻ ፡ ሊተዳደር ፡ ይገባዋል ። ከነፃነትም ፡ በኋላ ፡ በባርነት ፡ ሁኔታ ፡ በራሱ ፡ ሊያምን ፡ ይገባዋል ። እሊሀም ፡ ከገንዘባቸው ፡ እንዳች ፡ በያጠፉ ፡ ሊከፍሉ ፡ ይገባቸዋል ። በመተዳደር ፡ ስር ፡ ያለ ፡ ሰው ፡ በደዌው ፡ ጊዜ ፡ ሕጋዊ ፡ የሆነ ፡ መልካም ፡ ትእዛዝ ፡ በያዝ ፡ እላዋቂ ፡ ዝንጉዕ ፡ ቢሆንም ፡ ከሞቱ ፡ በኋላ ፡ ትእዛዘቸው ፡ የታመነች ፡ ሆነች ። እንደነርሱም ፡ ያሉ ፡ ቢሆኑ ፡ ገዥና ፡ ዳኛ ፡ ከሚፈጽመው ፡ በቀር ፡ ከእርሷ ፡ የተነሣ ፡ እውነተኛ ፡ እትሆንም ።

፩ሺ፷፱ እባትም ፡ በመተዳደር ፡ ስር ፡ ካልኖረ ፡ እስተዳዳሪ ፡ ነው ። ቀጥሎም ፡ የሚያስተዳድር ፡ እባት ፡ ከዚያም ፡ ቀጥሎ ፡ ታላቅ ፡ ወንድም ፡ ከዚያም ፡ ቀጥሎ ፡ እያት ፡ ከዚያም ፡ ቀጥሎ ፡ ያባት ፡ ወንድም ፡ (እጎት) ፡ ከዚያም ፡ ቀጥሎ ፡ የእባት ፡ የወንድም ፡ ልጅ ፡ (ያጎት ፡ ልጅ ፡ ነው ። ከእነዚህ ፡ ሁሉ ፡ ዐዋቂ ፡ የሆነው ፡ ሰው ፡ ከሌላው ፡ ይቀድማል ። እእምሮው ፡ የጠፋ ፡ ሰው ፡ የተመረጠ ፡ ልጅ ፡ በኖረው ፡ ከተነገሩት ሰዎች ፡ ይልቅ ፡ እስተዳደር ፡ ለእርሱ ፡ ሊሆን ፡ ይገባል ። ከእነዚህ ፡ ሁሉ ፡ በኋላ ፡ በንብረት ፡ ላይ ፡ የሚያዝ ፡ እባት ፡ ነው ። ይኸውም ፡ ሞግዚት ፡ ነው ። ከተነገሩት ፡ ሰዎች ፡ እንደ ፡ እንኳ ፡ ባይገኝ ፡ ዳኛ ፡ የሚጠቅም ፡ የታመነ ፡ ሰው ፡ ይኹም ። እርሱንም ፡ ይጠብቅ ፡ (ይቆጣጠር) ።

፩ሺ፷፱ እስተዳዳሪ ፡ ሆኖ ፡ ለተሾመ ፡ ሰው ፡ ከበታቸ ፡ ከተሾመው ፡ ጋር ፡ ካልሆነ ፡ በቀር ፡ ባስቀመጠ በት ፡ ጊዜ ፡ በነበረው ፡ ዋጋ ፡ ልክ ፡ ካልሆነ ፡

አንቀጽ : ፵፪ ።

ሰለ : ሞግዚትነት ።

በጊዜ : እንበረ : ወኢከመ : ይድፍር : በንዋዩ : በነገድ : እው : በሠይጥ : በዕድሜ : ዘእንበለ : በእኒዞቱ : ክሡተ : ወበዋሕሰ ። ወእይላቅሕ : ምንተኒ : እምኔሁ : እላ : ለእመ : ፈቀደ : ነጊደ : ወጽሕቀ : ይደልዎ : ዘግብር : ከመ : ያንብሮ : ማጎፀንተ : እሰመ : ልቃሕ : ለባዕል : በትሕቢት : እው : በእንዝ : ይኔይሰ : እምእ ማጎፀኖት : ለእመ : ተሰነእው : ተለቃሒ : ወተ ማጎፀኒ : ኅበሁ ። ማጎፀንትሰ : በእንተ : ተእ ምኖቱ : ወተግቅቦቱ : ለዘይሁብዎ : እሰመ : ለተለቃሒ : ቦቱ : ተሐባዪ : በኮሉ : ግብር : ወዘእዕቀብዎሰ : ማጎፀንተ : እኮ : ከማሁ ።

እንዳች : ገንዘብ : ሊሸጥ : እይገባውም ። በገን ዘቡም : በመነገድ : ወይም : የታወቀ : ነገር : በመያዝ : በዋሰ : ካልሆነ : በቀር : በቀጠሮ : (በዱቤ) : በመሸጥ : ሊደፍር : እይገባውም ። ክገንዘቡ : ምንም : እያበደር ። ወደሩቅ : መሄ ድን : ወድዶ : ቢተጋ : (ቢነሣ) : በግድ : እደራ : ያኖረው : ዘንድ : ይገባዋል : እንጂ ። ተበዳሪና : ሰእርሱ : ዘንድ : እደራ : ያስቀመጡበት : ከተ ሰማሙ : እደራ : ከማስቀመጥ : ይልቅ : በዋሰ : ወይም : በመያዣ : ለባለጸጋ : ማበደር : ይሻ ላልና ። እደራስ : በሚሰጡት : ሰው : ታማኝ ነት : የሚጠበቅ : ነው ። ለተበዳሪ : በሥራው : ሁሉ : ዋሰ : እለውና ። እደራ : ያስጠበቁት : ሰው : ግን : እንዲህ : እይደለም ።

፩ሺ.፸፱ ወለእመ : ተናፈቀ : ዘሀሎ : ታሕተ : ምግብና : ምሰለ : መጋቢሁ : ይኩን : በከመ : ቃሉ : ለዘእ መገብዎ : ዘእንበለ : ዳእሙ : ለእመ : እም ጽእ : ሰምዐ : ጥያቄ ። ወለእመ : ነገር : ዘእመ ገብዎ : ወይቤ : ከመ : ውእቱ : እስተዋዕለ : ንዋዮ : ላዕሌሁ : እው : ከመ : ውእቱ : ጠፍእ : በእዴሁ : ዘእንበለ : ተግውሮ : ቃልኒ : ቃለ : ዚእሁ ። ወለእመ : ይቤ : ከመ : ውእቱ : ወዘበ : ሎቱ : እምድጎረ : ፀእቱ : እምሕዕኑ : ኢይትወ ከፉ : ቃሎ : ዘእንበለ : ዘሰምዐ : ጥያቄ ።

፩ሺ.፸፱ በመተዳደር : ስር : ያለ : ሰው : ክሹሙ : ጋራ : ቢጣላ : የማሰረጃ : ምስክር : ካላመጣ : በቀር : እስተዳዳሪ : እንዳደረጉት : ሰው : ቃል : ይሁን። እስተዳዳሪ : ያደረጉት : ሰው : ገንዘቡን : በእ ርሱ : ላይ : እንዳወጣጣ : ወይም : ያለቸልታ : በእጁ : እንደጠፋ : ቢናገር : ቃሉ : ቃሉ : ነው። (እርሱ : እንደተናገረው : ይሁን) ። በእርሱ : ስር : ከመተዳደር : ከወጣ : በኋላ : ለእርሱ : ሰጠሁት : ቢል : ያለማሰረጃ : ምስክር : ቃሉን : እይቀበሉ ።

፩ሺ.፸፻ ወይደልዎ : ለዘእመገብዎ : ከመ : ያስተዋ ፅእ : ለዘሀሎ : ታሕተ : ምግብናሁ : በከመ : ሥርዓቶሙ : ለእለ : ነበሩ : ከማሁ : ወዘሐሳዘ : ንዋዩ : ወእያጎጥእ : ምንተኒ : እምግብረ : መፍቅዳት : ዘሕይወቱ : ወዛቱ : ይእቱ : ሲሳይ ወዓራዝ : ወማጎደር : ወእስተዋሰበ : እምከመ : በጽሐ : ጊዜሁ : ወተምህሮ : ግብረ : እድ : ዘተ ቀንዮ : ወዘእእምሮ ። ወከማሁ : ያስተዋዕለ : ዘይትከሀሎ : ላዕሌሁ : ለዘሀሎ : ታሕተ : ምግብ : ለእመ : ኮነ : ዘይጼነሰ : ዘከመ : ወልዱ : ወውሉይ : ውሉዱ : ውበእሲቱ : ወእኅዊሁ : ወእግብርቱሁ ።

፩ሺ.፸፻ እስተዳዳሪ : ላደረጉት : ሰው : በእስተዳደሩ : ስር : ላለው : እንደርሱ : ሁነው : እንደሚኖሩ : ሰዎች : ሥርዓትና : እንደገንዘቡ : ሂሣብ : ሊያ ወጣጣ : ይገባዋል ። ለሕይወቱ : ክሚያሻው : ነገር : ምንምን : እያሳጣው ። ይዘችም : ምግብ : ልብሰ : ቤት : እካለ : መጠንም : ካደረሰ : ማጋ ባት : የመገዛትና : የእውቀት : ተግባር : እድ : መማር : ናት ። እንደዚህኸውም : ችግረኛ : ቢሆ ን : በእስተዳደሩ : ስር : ላለው : የተቻለውን : ያወጣጣ : ይኸውም : እንደ : ልጁ : እንደ : ወንዶች : ልጆቹ : ልጆች : እንደ : ሚስቱ : እንደወንድሞቹ : እንደባሮቹ : ላሉት : ነው ።

፩ሺ.፸፻ ወይደሉ : ከመ : ያመግብ : መኩንን : ላዕለ : ዘላዕሌሁ : ልቃሕ : ወእይትከሀሎ : ከመ : ያስ ተዋዕለ : በንዋዩ : ዘሀሎ : ወከሙትሰ : ዕድሜ : ለዘሀሎ : ታሕተ : ምግብ : ዘእንበለ : በምግባ ራት : ዘመፍቅደ : ሕይወት : እሰከ : ይፈዱ : ዘተለቅሐ ። ወለእመ : እምነ : ዘተለቅሐ : ልቃሐ : ካልእ : እንዘ : ሀሎ : ታሕተ : ዝንቱ።

፩ሺ.፸፻ ብድር : ባለበት : ሰው : ላይ : ዳኛ : ሹም : ሊሾም : ይገባል ። ባለ : በገንዘቡ : ሊያወጣጣ : እይቻለውም ። የታወቀ : ቀጠሮስ : ከሕይወት : ፍላጎት : ሥራዎች : በቀር : በመተዳደር : ስር : ላለ : ሰው : የተበደረውን : እስኪከፍል : ድረስ : ነው ። የተበደረ : ሰው : በዚህ : በመተዳደር : ስር : ላለ : የሌላውን : ብድር : ቢያምን : በዚያ :

ምግብ ፡ ኢይከውን ፡ በውእቱ ፡ ጊዜ ፡ ወይእ
 ገዞ ፡ ሶዳሁ ፡ እምድገረ ፡ ፈድዮ ፡ ልቃሕ ፡ ዘኮነ ፡
 ታሕተ ፡ ምግብ ፡ በእንቲአሁ ፡ ወምግብኒ ፡
 ይትአተት ፡ በምክንያተ ፡ አእትቶቱ ፡ ዘው
 እቱ ፡ ለእመ ፡ ኮነ ፡ ዘዘሎ ፡ ታሕተ ፡ ምግብ ፡
 ለባዌ ፡ ወማእምረ ፡ ወግዑዘ ፡ ያስተብቀሩ
 ለመኩንን ፡ ከመ ፡ ያእትት ፡ እምላዕሌሁ ፡ ሥር
 ዓተ ፡ እመግቦ ፡ ወስምዐ ፡ ይኩንም ፡ ከመ ፡
 ውእቱ ፡ ይበቀሩ ፡ ለመግቦ ፡ ምግባራቲሁ ፡
 ወንዋዩ ።

፩ሺ.፳፫ ወይይሉ ፡ ከመ ፡ ይኩን ፡ ከዋነ ፡ ምግብና ፡ በዐ
 ቅሞ ፡ ሰማዕት ፡ ከመ ፡ ይትገኝሥ ፡ እምተኩን
 ኖቱ ፡ ለዘእመግብም ፡ በላዕሌሁ ፡ ወያቅሙ ፡
 ጽሑፊ ፡ ትእዛዝ ፡ በእንተ ፡ ሰድሜሁ ፡ ለምግ
 ብና ፡ ወከማሁ ፡ ይይሉ ፡ ዐቅሞተ ፡ ሰማዕት ፡
 በእንተ ፡ ተአትቶቱ ፡ ወእግዚዮተ ፡ ዝንቱ ፡
 በጎዘ ፡ መኩንን ፡ ከመ ፡ ይጽናዕ ፡ ተሰናእዎ
 ቶሙ ፡ ወይጽሑፍ ፡ ትእዛዝ ፡ ለሰድሜ ፡ እእት
 ቶቱ ፡ ለምግብና ።

፩ሺ.፳፬ ወለእመ ፡ ተገእዘ ፡ ሐፃኒ ፡ ምስለ ፡ መጋቢ ፡
 በእንተ ፡ ንዋይ ፡ ይፍትሑ ፡ ማእከሌሆሙ ፡
 ለእመ ፡ አጥፍእ ፡ መጋቢ ፡ እው ፡ ሐፃኒ ፡ ዘእ
 ንበለ ፡ ዘተሴሰዩ ፡ በአእምሮተ ፡ መጋቢ ፡
 እመስ ፡ ወፍእ ፡ እንበለ ፡ እከይ ፡ አልቦ ፡ ሶዳ ፡
 ላዕሌሁ ፡ ወእመስ ፡ አጥፍእ ፡ ሐፃኒ ፡ ይይሉ ፡
 ከመ ፡ ይትዋተስ ፡ መጋቢ ፡ እምጣነ ፡ ገብረ ።
 ወለእመ ፡ ከዘለ ፡ ይሴሰይ ፡ ሐፃኒ ፡ እምንዋዩ ፡
 ወለእመስ ፡ አልቦ ፡ ይሴሰይ ፡ እምንዋዩ ፡ ለግ
 ብረ ፡ ሕይወቱ ፡ መእስከ ፡ ይልዘቅ ፡ ዘየሐዕ
 ንም ። ወዘንቱ ፡ ይይሉ ፡ ለግብረ ፡ ሲላይ ፡
 ወልብስ ፡ ወማንደር ፡ እስከ ፡ ይበጽሕ ፡ ለእው
 ስቦ ፡ ወይትሚዐር ፡ ግብረ ፡ እድ ። ወይይሉ ፡
 ሎቱ ፡ ተሴሰዩ ፡ ለሐፃኒ ፡ ሠናይ ፡ ሶበ ፡ ኮነ ፡
 ፍጹሜ ፡ ፈቃድ ፡ በአምሳለ ፡ ወላዲሁ ፡ ወበአ
 ምሳለ ፡ እመ ፡ ወእንዋሁ ፡ ወእግብርቲሁ ፡ ሠና
 ዮን ።

፩ሺ.፳፭ ወይይልዎ ፡ ለሐፃኒ ፡ ሠናይ ፡ ይኩን ፡ መበብ ፡
 ወየአጎዝ ፡ ንዋዮ ፡ ወባሕቱ ፡ እኒዝስ ፡ ወምግ
 ብና ፡ ኢይይልዎ ፡ ዘእንበለ ፡ መጋቢ ፡ ዘተሠ
 ይመ ፡ በዘተወውቶ ፡ ንዋይ ። ወሐፃኒስ ፡
 ይይልዎ ፡ ከመ ፡ የአጎዝ ፡ እምድገረ ፡ ልዘቀ ፡
 ዘየሐዕንም ፡ ወአጥሪዩ ፡ ንዋዩ ፡ ካልእ ፡ ወከ
 ሠተ ፡ በአምጣነ ፡ ሕይወቱ ፡ ለሐፃኒ ፡ ኢይግ

ጊዜ ፡ እይሆንም ፡ ስለእርሱ ፡ ቍጥጥር ፡ የተደረ
 ገበትን ፡ ሶዳ ፡ ከከፈለ ፡ በኋላ ፡ ሶዳ ፡ ይይዘዋል ።
 ሹመት ፡ ሊያስወግደው ፡ በሚያበቃ ፡ ምክን
 ያት ፡ ይሻራል ። ይኸውም ፡ በመተዳደር ፡ ስር ፡
 ያለው ፡ ሰው ፡ አስተዋይ ፡ ዐዋቂ ፡ ራሱን ፡
 የቻለ ፡ ቢሆን ፡ ያስተዳደሩን ፡ ሥርዓት ፡ ከእርሱ
 ላይ ፡ ያርቅ ፡ ዘንድ ፡ ዳኛውን ፡ ይማልደው ።
 ሥራውንና ፡ ገንዘቡን ፡ ለማስተዳደር ፡ እንደ
 ሚበቃ ፡ ምስክር ፡ ይሁኑት ።

፩ሺ.፳፫ በእርሱ ፡ ላይ ፡ ከሹመበት ፡ ሰው ፡ መገዛት ፡
 ይርቅ ፡ ዘንድ ። ያስተዳዳሪነት ፡ ሁኔታ ፡ ምስ
 ክር ፡ በመጥራት ፡ ሊሆን ፡ ይገባል ። ስለእስተ
 ዳደሩ ፡ ጊዜ ፡ ትእዛዝ ፡ በመጻፍ ፡ ይወሰኑ ። እን
 ደዚሁም ፡ ስለመሻሩ ፡ (መቅረቱ) ፡ ምስክር ፡
 መጥራት ፡ ይገባል ። ስምምነታቸውም ፡
 ይጻፍ ፡ ዘንድ ፡ ይህን ፡ በዳኛ ፡ ዘንድ ፡ መግለጽ ፡
 ነው ። አስተዳደሩም ፡ ለሚቀርበት ፡ ጊዜ ፡ ትእ
 ዛዝ ፡ ይጻፍ ።

፩ሺ.፳፬ ሞግዚት ፡ ከመጋቢ ፡ ጋራ ፡ ስለገንዘብ ፡ ቢጣላ ፡
 መጋቢ ፡ ወይም ፡ ሞግዚት ፡ አጥፍቶ ፡ እንደ
 ሆነ ፡ መጋቢው ፡ ዐውቆት ፡ ከተበላው ፡ በቀር ፡
 በመካከላቸው ፡ ይፍረዱ ። ያለ ፡ ከፋት ፡
 ቢጠፋ ፡ ግን ፡ ሶዳ ፡ የለበትም ። ሞግዚት ፡ ቢያ
 ጠፋ ፡ በሠራው ፡ ልክ ፡ መጋቢ ፡ ሊከራከር ፡
 ይገባል ። ሞግዚት ፡ ቢቸል ፡ ከገንዘቡ ፡ ይመ
 ገብ ፡ ባይኖረው ፡ ግን ፡ የሚያሳድጉት ፡ ሕፃን ፡
 እስኪያድግ ፡ ድረስ ፡ ለቁመተ ፡ ሥጋ ፡ ያህል ፡
 ከገንዘቡ ፡ ይመገብ ። ይህም ፡ ለማግባት ፡ እስኪ
 ደርስ ፡ ተግባሩ ፡ እድንም ፡ እስኪግር ፡ ድረስ ፡
 ለምግብ ፡ ሥራ ፡ ለልብስ ፡ ለቤት ፡ ሊሆን ፡ ይገ
 ባል ። ለመልካም ፡ ሞግዚት ፡ በአባቱና ፡ በናቱ ፡
 በወንድሞቹና ፡ በደጋጎች ፡ ባሮች ፡ እምላል ፡
 ፈቃድ ፡ ፈጸሚ ፡ ከሆነ ፡ መመገብ ፡ ይገባዋል ።

፩ሺ.፳፭ ለደግ ፡ ሞግዚት ፡ ብልህ ፡ ሊሆን ፡ ገንዘቡንም ፡
 ሊያዝ ፡ ይገባዋል ፡ ነገር ፡ ግን ፡ በታወቀው ፡
 ገንዘብ ፡ ከተሾመው ፡ መጋቢ ፡ በቀር ፡ መያዝ ፡
 ማስተዳደር ፡ አይገባውም ። ሞግዚት ፡ ግን ፡
 በሕይወት ፡ ሳለ ፡ የሚያሳድጉት ፡ ልጅ ፡ እስከ ፡
 እደገ ፡ የታወቀ ፡ ሌላ ፡ ገንዘብም ፡ እስከ ፡ አገኘ ፡
 ድረስ ፡ ሊይዝ ፡ ይገባዋል ። ለቁመተ ፡ ሥጋው ፡

አንቀጽ ፡ ፴፫ ፡

ስለ ፡ መሸጥ ፡ መግባት ፡

በር ፡ ምንተኒ ፡ ዘእንበለ ፡ ግብር ፡ መፍትዳዊት ፡
ዘተራክል ፡ ለሕዋወት ፡ ወእይሱትሕ ፡ ንዋዮ ፡
መጋቢ ፡ ዘእንበለ ፡ በሕገሞሮ ፡ ሐሃኒ ፡ ወለ
አመኒ ፡ ለቅሑ ፡ ቆሞሙ ፡ ዮትሪደዩ ፡ በጊዜ ፡
ዘይደሉ ፡ ወእያጉንደዩ ፡ እስከ ፡ ያበጽሕ ፡
ዓቅመ ፡ ወሕገሞሮ ፡ ዘየሐሶን።

፳፱.፻፶ ወእይደል። ፡ ከመ ፡ ይንገሥገሥ ፡ ፍትሐ ፡
ለእመ ፡ እባሎ ፡ መጋቢ ፡ ዘይከውኖ ፡ ስምዐ ፡
ሎቱ ፡ በኮሉ ፡ ንዋዩ ፡ ዘእመገብ። ፡ ዘቅድመ ፡
ሐሃኒ ፡ ዘከመ ፡ ተሰገዘ ፡ ትእዛዘ ፡ በኮሉ ፡ መዋ
ዕለ ፡ ሕይወቱ ፡ ለሐሃኒ ፡ ወከማቡ ፡ ይደሉ ፡ ኦ
ቅሞተ ፡ ሰማሶት ፡ ዘእንተ ፡ አእትቶቱ ፡ ወእግ
ሀድተ ፡ ዘንቱ ፡ ጎዘ ፡ ፈታሕ ፡ ከመ ፡ ይጽኑሶ ፡
ግብር ፡ ወትኩን ፡ ትእዛዘ ፡ በኮሉ ፡ ለሐሃኒ ፡
እንበለ ፡ ይጎልፍ ፡ ሕይወቱ ።

፳፱.፻፶ ነበር ፡ ውስተ ፡ ቀኖኖተ ፡ ነገሥት ፡ ወድልው ፡
ለእግዚአብሔር ፡ ላዕለ ፡ ክርስቲያን ፡ ከመ ፡
ያውንዩ ፡ ለወላደያን ፡ ወእምኑዋን ፡ ወአጎው ፡
አዘው ፡ ወአጎት ፡ ወአጎው ፡ እግት ፡ ወአጎት ፡
እግት ፡ ወኮሉ ፡ ዘተመክረ ፡ እምኒሆሙ ፡
በደዌ ፡ ራው ፡ ዘሕጽተ ፡ ልብ ፡ አው ፡ ረከበ ፡
ሕርትምና ፡ ለዮቱሙ ፡ ዘግብራቱሆሙ ፡ ዘየ
በዘ ፡ እምኔ። ፡ ወደንእስ ፡ ወከማቡ ፡ አንስተ
ያሆሙ ፡ ወእግብርቱሆሙ ፡ ወአሰርክቱሆሙ ፡
ድልወት ፡ ሎሙ ፡ ለሰርክቱሆሙ ፡ ወዘንቱ
ድልው ፡ ከመ ፡ ቃለ ፡ ሐዋርያ ፡ ዘይዘ ፡ ወዘ
ቡቱ ፡ ለዘግደ ፡ ወእይሱሌ ፡ በእንተ ፡ ዘይሆሊ
ንዮሙ ፡ ወዘንቱ ፡ ክሕይ ፡ ነዮማኖቶ ፡ ወው
እቱ ፡ የሕክ ፡ እምእለ ፡ ኢየሱምን ።

ያሀል ፡ ከምትበቃው ፡ ሥራ ፡ በቀር ፡ እንዳች ፡
አያድርግ ፡ ሐሃኒ ፡ ሳያውቅ ፡ መጋቢ ፡ ገንዘብ ፡
አያበድር ፡ ዑለቱም ፡ ቢያበድር ፡ በሚገባ ፡ ጊዜ
ይክፈሉ ፡ የሚያሳድጉት ፡ ሕፃን ፡ እካለ ፡ መጠ
ንና ፡ እእምሮ ፡ እስኪያደርስ ፡ ድረስ ፡ አያዘግ
ዩት ።

፳፱.፻፶ በሞግዚት ፡ ፊት ፡ ምስክር ፡ በመጥራት ፡ በገን
ዘቡ ፡ ቡሉ ፡ እስተዳዳሪ ፡ ያደረጉት ፡ ሰው
ምስክር ፡ የሚሆነው ፡ መጋቢ ፡ ከሌለ ፡ ፍርድ
ሊጠይቅ ፡ አያገባውም ፡ ሞግዚት ፡ በሕይወት ፡
ባለበት ፡ ዘመን ፡ ቡሉ ፡ ትእዛዘ ፡ እንደመታ
ዘዙ ፡ ሞግዚት ፡ አያራቅ ፡ እንደዚሁም ፡ ስለመ
ኻሩ ፡ ምስክር ፡ መጥራት ፡ ያገባል ፡ ሥራውም
ይጽና ፡ ዘንድ ፡ ያህን ፡ ዘዳኛ ፡ ዘንድ ፡ መግ
ለጽ ፡ ነው ፡ ሕይወቱ ፡ ሳያልፍ ፡ በቡሉም
ትእዛዘ ፡ ለሞግዚት ፡ ትውን ።

፳፱.፻፶ በፍትሐ ፡ ነገሥት ፡ ተጻፈ ፡ ለእግዚአብሔር
ብለው ፡ ለወላጆቻቸው ፡ ላያቸቸው ፡ ለእዛ
ቶች ፡ ወንድሞችና ፡ እሀቶች ፡ ለእናቶች ፡ ወን
ድሞችና ፡ ለእናቶች ፡ እሀቶች ፡ ከእነርሱም ፡
ወገን ፡ በደዌ ፡ ወይም ፡ እእምሮ ፡ በመጥደል ፡
ለተራተን ፡ ቡሉ ፡ ወይም ፡ ጉስቀልና ፡ ላገኘው ፡
ሰው ፡ መልካም ፡ ሊያደርጉ ፡ ለክርስቲያኖች ፡
ያገባል ፡ ከእርሷ ፡ የሚበልጥ ፡ የሚያንስም ፡
ቢሆን ፡ በሥራቸው ፡ ያተኩ ፡ እንደዚህኛውም ፡
ሚስቶቻቸውን ፡ ባሮቻቸውንና ፡ ወዳጆቻቸውን
ሊያስተካክሏቸው ፡ ያገባል ፡ ይኸውም ፡ ሐዋ
ርያ ፡ እንደ ፡ ተናገረው ፡ ቃል ፡ ያገባል ፡ ዘመ
ዶች ፡ ያሉት ፡ ስለሚበጃቸው ፡ ነገር ፡ የማያስብ
እርሱ ፡ ሃይማኖቱን ፡ ካደ ፡ ካላመኑም ፡ ስዎ
ች ፡ እርሱ ፡ ይከፋል ፡ (አ ፡ ጠሞ ፡ ጅ ፡ ጅ) ።

አንቀጽ ፡ ፴፫ ፡

አንቀጽ ፡ ፴፫ ፡

በእንተ ፡ ተግደጦ ፡ ወውደጥ ፡ ወዘይተልዎሙ ።

ስለመግባትና ፡ ስለመሸጥ ፡ ስለሚከተላቸውም ፡
ደናገራል ።

፳፱.፻፶ ወውእቱ ፡ ጌቱ ፡ ምዕራፍ ፡ እምከብጥሊስ ፡
ጎወቅቱ ፡ ወእምቀኖና ፡ ነገሥት ፡ ካልእ ፡ መክ ፡
ዘጽወኔቱ ፡ ዘጽወኔቱ ፡ ዘጽወኔቱ ፡ ዘግወጃቱ ፡
ዘግ ፡ ዘግወጃኛ ፡ ወዘሂ ፡ ተወሰኑ ፡ ላዕለ ፡ ዘንቱ ፡

፳፱.፻፶ ይኸውም ፡ ጌ ፡ ምዕራፍ ፡ ነው ፡ ከከብጥሊስ ፡
ጎወቅ ፡ ከቡለተኛ ፡ ፍትሐ ፡ ነገሥት ፡ መክ ፡ ጸኔ ፡
ጸኔ ፡ ጸኔ ፡ ግዳ ፡ ግዳ ፡ በዚህም ፡ ላይ ፡ ከተ
ጨመረው ፡ የተገኘ ፡ ነው ።

፳፱.፻፶ ምዕራፍ ፡ ቀዳማዊ ፡ ተግደጦ ፡ እትከውን ፡

፳፱.፻፶ መጽመሪያው ፡ ምዕራፍ ፡ ሻጭና ፡ ገዥ ፡ በገን

አማን ፡ ዘእንበለ ፡ ስእመ ፡ ኮኑ ፡ ሠያጢ ፡ ወተ
 ሣያጢ ፡ ብወሓነ ፡ ላሶለ ፡ ንዋዮሙ ፡ ወእመ ፡
 እተሰነአዉ ፡ በአእምሮ ፡ ወዘእኮኑ ፡ ታሕተ ፡
 ምግብና ፡ ወእትትፊጽም ፡ ሠይጥ ፡ ወተሣያጢ
 ዘእንበለ ፡ በመጥም ፡ ሠያጢ ፡ መላኪ ፡ ወተወክ
 ፎተ ፡ ተሣያጢ ፡ ዘእንበለ ፡ ትሶግልት ፡ ወክል
 ኤሆሙ ፡ እይሰነአዉ ፡ ዘእንበለ ፡ ካልእ ፡ ብእሲ
 ዙነረይም ፡ ለእመ ፡ እሐሰበ ፡ ወለእመ ፡ ሠምረ
 ፩ዱ ፡ እምኒሆሙ ፡ ይኩን ፡ በሥምረተ ፡ ካልእ ፡
 ለእመ ፡ ፈቀደ ፡ ይፈጽም ፡ ወሰእመ ፡ እፈቀደ ፡
 ይሥወር ፡ ወለእመ ፡ ተፈልዐ ፡ እምቅድሠ ፡
 ይሰነአዉ ፡ ላሶለ ፡ ሣጥ ፡ ተወርዐት ፡ እው ፡ ተወ
 ከፎተ ፡ ተሣያጢ ፡ ወመጥምተ ፡ ሠያጢ ፡ እስመ
 ዘይሠይጥ ፡ ወዘይሣየጥ ፡ ፪ኤሆሙ ፡ በሥምረ
 ቶሙ ፡ ሠ-እተ ፡

፩ሺ.፹ ወእይከውን ፡ ዘይትፈጽም ፡ ዘስምሶ ፡ ወእ.በሥ
 ምረት ፡ በሠይጦ ፡ ንዋይ ፡ ዘእ.በለወ ፡ በከዋ
 ኒሁ ፡ ወለእመ ፡ ተወውቀ ፡ ክዋኒሁ ፡ ተፈጽሞ ፡
 ተሣያጢ ፡ ወእመ ፡ እኮሰ ፡ በሥምረተ ፡ ተሣ
 ያጢ ፡ በብሃለ ፡ እሆ ፡ ወእብጥሎ ፡ ወተመጥም ፡
 በዘያፈልሰም ፡ ከመ ፡ ይፍልሰ ፡ ስእመ ፡ ፈለሰ ፡
 ተሠያጢ ፡ በእፍልሰተ ፡ ዘተሣየጦ ፡ እመካኑ ፡
 እው ፡ በተእምኖቱ ፡ ከመ ፡ ያፍልሰ ፡ ኅበ ፡
 ምልክናሁ ፡ ዘከመ ፡ እንሰሳ ፡ ወእግብርት ፡
 ወእለ ፡ ይትበልፀ ፡ ዘበበይታሆሙ ፡ ወእለ ፡
 ይስትዩ ፡ ኪያሆሙ ፡ ወእለሃ ፡ ይሉብሰምሙ ፡
 ወሶሀሠሃ ፡ ወመዛግብታት ፡ ወዘይትሚጠ
 ውም ፡ በእድ ፡ ተመጥም ፡ በሶንቄ ፡ ባሕርይ ፡
 ወዘእንበብምሃ ፡ ወዘይመስሎ ፡ ለዝነቱ ፡
 እምን ፡ ሥርጋዋ ፡ ወይትእመኑ ፡ ጠይቆተ ፡
 እእምሮቶሙ ፡ ባተ ፡ ዘከመ ፡ እሶግድ ፡ ወገን
 ታት ፡ ወምድር ፡

፩ሺ.፹፩ ወተሣያጢሰ ፡ ሠሣጥ ፡ ቦ ፡ እምኒሆሙ ፡ ዘይከ
 ውን ፡ በጽሒፍ ፡ ወዞ ፡ እምኒሆሙ ፡ ዘእንበለ ፡
 ጽሒፍ ፡ ወዘሃ ፡ ይከውን ፡ ዘጽሒፍ ፡ ፍጻሜ ፡
 ሁኒ ፡ ከመ ፡ የሀሉ ፡ በእደ ፡ ተሣያጢ ፡ መጽሐፍ
 ዘውስፋቱ ፡ ሰምዐ ፡ ፪ቱ ፡ ሰማዕት ፡ እው ፡ ትቱ
 እው ፡ ዘይብዝኑ ፡ እመኒ ፡ በጽሐፈተ ፡ ፩ዱ ፡
 እምሰማዕታት ፡ እው ፡ በጽሕፈተ ፡ ሠያጢ ፡
 እው ፡ በጽሐፈተ ፡ ጸሓፊ ፡ ዘይተልም ፡ ጽሕ
 ፈተ ፡ ሣጥ ፡ ወዘይነግር ፡ መጽሐፍ ፡ ተሰናእ
 ምተ ፡ ሣጥ ፡ ወውሳንያተሃ ፡ ወክዋኒ ፡ ንዋይ ፡
 ዘይሠይጥም ፡ ወመጠነ ፡ ሣጥ ፡ ለእመ ፡ ኮነ ፡

ዘባቸው ፡ ሥልጣን ፡ ያላቸው ፡ ካልሆኑ ፡
 በቀር ፡ መገበያየት ፡ እውነተኛ ፡ እትሆንም ፡
 በዕውቀት ፡ ካልተሰማሙ ፡ ከመተጻደር ፡ ሥር፡
 ካልሆኑ ፡ ገዥ ፡ ለሻጭ ፡ በመስጠት ፡ ገዥም ፡
 ያለቅሚያ ፡ ዘመቀበል ፡ ካልሆነ ፡ በቀር ፡
 መሸጥ ፡ መግዛት ፡ እትፈጽምም ፡ የመረ
 ጡት ፡ ሌላ ፡ ስው ፡ ካልተቆጣጠረ ፡ ሁለቱ ፡
 እይሰማሙም ፡ ከእነርሱ ፡ እንዱ ፡ በንይኛው ፡
 ፈቃድ ፡ እንዲሆን ፡ ከወይይ ፡ ቢወድ ፡ ይፈጽም
 ባይወድ ፡ ይሻር ፡ ከመስማማታቸው ፡ በፈት ፡
 በዋጋ ፡ ቢለያዩ ፡ ትቀራላች ፡ ወይም ፡ የገዥ
 መቀበልና ፡ የሻጭ ፡ መስጠት ፡ የሚሸጥና ፡
 የሚገዛ ፡ ሁለቱ ፡ በፈቃዳቸው ፡ ነውና ፡

፩ሺ.፹፪ በጨገራታው ፡ የሌለ ፡ ገንዘብን ፡ ዘመሸጥ ፡
 ጊዜ ፡ በምስክርና ፡ በመውደድ ፡ የሚፈጽም ፡
 አይሆንም ፡ ጨገራታው ፡ ከታወቀ ፡ መሻሻጥ ፡
 ተፈጽመ ፡ ያለዚያ ፡ ግን ፡ እሽ ፡ ወይም ፡ እንቢ ፡
 ቢል ፡ ዘገዥ ፡ ፈቃድ ፡ ነው ፡ የገዛውን ፡ ከዘ
 ታው ፡ በማዛወር ፡ ወይም ፡ ወይግዛቱ ፡ (እጅ
 ነቱ) ፡ ያዛውረው ፡ ዘንድ ፡ በመተማመኑ ፡ ገዥ፡
 ከዘታው ፡ በዛወር ፡ ያዛወር ፡ ዘንድ ፡ በሚወስ
 ዱት ፡ ገንዘብ ፡ መቀበል ፡ ነው ፡ ይኸውም ፡
 እንደ ፡ እንሰሳ ፡ እንደ ፡ ባሮች ፡ ዘየወገናቸው ፡
 እንደሚበለና ፡ እንደሚጠጡ ፡ እንደሚለብሱ
 ቸው ፡ እንደእንጨቶች ፡ እንደግጥኖች ፡ መቀ
 በልን ፡ ዘእጅ ፡ እንደሚቀበሉት ፡ እንደሶንቀናና ፡
 እንደእነጠፋትም ፡ ከጥ፡ ወገን ፡ ይሆን ፡ እንደ
 መሰለው ፡ ያለ ፡ ነው ፡ እርሷንም ፡ አውቀው ፡
 መረዳትን ፡ ይመኑ ፡ ይኸውም ፡ እንደቦታ ፡
 እንደ ፡ ተክል ፡ እንደ ፡ ምድር ፡ ያለ ፡ ነው ፡

፩ሺ.፹፫ መግዛትና ፡ መሸጥ ፡ ከእነርሱ ፡ ወገን ፡ በጽሕ
 ፈት ፡ የሚሆን ፡ እለ ፡ ከእነርሱም ፡ ወገን ፡ ያለ
 ጽሕፈት ፡ የሚሆን ፡ እለ ፡ ዘጽሒፍ ፡ የሚሆ
 ነው ፡ መጨረሻው ፡ ዘውስጡ ፡ ሁለት ፡ ወይም ፡
 ሦስት ፡ ወይም ፡ የሚበዙ ፡ ምስክሮች ፡ ያሉት ፡
 ደብዳቤ ፡ በገዢ ፡ እጅ ፡ ይኖር ፡ ዘንድ ፡ ነው ፡
 ከምስክሮቹ ፡ እንዱ ፡ በጻፈውም ፡ ቢሆን ፡
 ወይም ፡ ሻጭ ፡ በጻፈው ፡ ቢሆን ፡ ወይም ፡ ዋጋን
 መጻፍ ፡ የሚገዛው ፡ ጸሓፊ ፡ ቢጽፈው ፡
 መጽሐፍም ፡ የሚናገር ፡ የዋጋውን ፡ ሰምም
 ነትና ፡ ውሎዎን ፡ የሚሸጡትን ፡ ገንዘብ ፡

አንቀጽ ፡ ፴፫ ፡

በውለቱ ፡ ጊዜ ፡ አው ፡ በሶድሜ ፡ ወመጠኑ ፡ ለሶድሜ ፡

፩ሺ፹፪ ወዘሂ ፡ ኮን ፡ ዘእንበለ ፡ መጽሐፍ ፡ ይኩን ፡ በነ ሚእ ፡ ዓረቦን ፡ ወዘእንበለ ፡ ዓረቦን ፡ ወተላክነ ፡ ፎተ ፡ ሠያጢ ፡ ዓረቦን ፡ እምእደ ፡ ተሣያጢ ፡ ይመርከ ፡ ኅበ ፡ ፍጽሜ ፡ ሠያጥ ፡ ወተሣያጥ ፡ ወለእመ ፡ ነሠተ ፡ ተሣያጢ ፡ ከዋነ ፡ ሣጥ ፡ ይከውን ፡ ዓረቦን ፡ ለሠያጢ ፡ ወእመለ ፡ ለሊሁ ፡ ሠያጢ ፡ ሠፀረ ፡ ይፍዲ ፡ ካፅበተ ፡ ዓረቦን ፡ ወያጥበእ ፡ ለበዓሉ ፡ ወየሀሀ ፡ ኪያሁ ፡ ወእምሳሊሁ ፡ ወለእሙ ፡ ኮን ፡ ዘይሠያጥም ፡ በሚጥ ፡ በጽሐ ፡ እመንገሌሁ ፡ በሠናይ ፡ ፍጽሜ ፡

፩ሺ፹፫ ወፍጽሜሁለ ፡ ለሚጥ ፡ ተመጥምተ ፡ ተሣያጢ ፡ ኪያሁ ፡ ወመጥምተ ፡ በዛሁ ፡ ለሠያጢ ፡ ወእመኔ ፡ ኮን ፡ ሚጠ ፡ ዘሊሁ ፡ በሶድሜ ፡ ዘእተፈጸመ ፡ አያጥፍእ ፡ ተሣያጢ ፡ ንዋየ ፡ እስከ ፡ ይትመተር ፡ ፈቃዲ ፡ ለሠያጢ ፡ ወይትፈጸም ፡ ተሰናእምጥሙ ፡ ወእመ ፡ እኮ ፡ ሀየንተ ፡ ፈቃዲ ፡ አእምሮጥሙ ፡ ወተመልጠ ፡ እይትፈቀድ ፡ ኅበምጣኔን ፡ ወእ ፡ ኅበ ፡ ምጣኔ ፡ ሚጣ ፡ ወምጣኔ ፡ ዘእሃ ፡ እኮን ፡ ከመ ፡ ፍጽሜሁ ፡ ለምጣኔ ፡ ሚጥ ፡

፩ሺ፹፬ ወይይሉ ፡ እእምሮተ ፡ ዝንቱ ፡ ቀዳማዊ ፡ ዘይትፈቀድ ፡ ኅበ ፡ ጥያቄ ፡ ያታሃ ፡ ወመዘሞታ ፡ ወይበል ፡ ለእመ ፡ ኮን ፡ በዲናራተ ፡ ወርቅ ፡ ጽ ፡ ንእሱት ፡ አው ፡ ሀበይት ፡ ግብጻዊ ፡ አው ፡ ጠገሳዊ ፡ ወበጠፋልሐ ፡ ብሩር ፡ አው ፡ እምጽሩይ ፡ ወእምርሱሐ ፡ ዘተጽሕፈ ፡ በናዝሬት ፡ በከመ ፡ እበውሐ ፡ መጽሐፍ ፡ ወለእመ ፡ አተላንአጢ ፡ በነዝሮሙ ፡ ሚጠ ፡ መመልጣን ፡ ዘሀዝር ፡ ይመውእ ፡ ወፈድፋድሰ ፡ በነዝሮሙ ፡ ለስብእ ፡ ይእቲ ፡ ሀዝር ፡ ወለእመ ፡ ኮን ፡ ተውላጠ ፡ ብሩር ፡ ዘእየኅብር ፡ ወእይትሜረይ ፡ በእርአያ ፡ እይትፈጸም ፡ ሠያጥ ፡ ወተሣያጥ ፡ እስከ ፡ ይትወወቅ ፡ ከዋነ ፡ ተውላጠ ፡ ብሩር ፡

፩ሺ፹፭ ወዘይይሉ ፡ ለሠያጢ ፡ በተፈልጠ ፡ ወይበል ፡ በምድርኒ ፡ ወበፍራሃ ፡ አው ፡ ዘእንበለ ፡ ፍራሃ ፡ አው ፡ ፍራሃኒ ፡ ባሕተቶ ፡ ወከማሁ ፡ ለሀውኒ ፡ ወእመኔ ፡ አብሐ ፡ ልሳን ፡ መጽሐፍ ፡ ወእተ ፡ ዓፀደ ፡ ወእመኔ ፡ ኅደገ ፡ ነገረ ፡ እፅዓድ ፡ ይባእ ፡

ስለ ፡ መሸጥ ፡ መግዛት ፡

ሁኔታ ፡ የዋጋውን ፡ ልክ ፡ በዚያው ፡ ጊዜ ፡ ወይም ፡ በቀጠር ፡ ቢሆን ፡ የቀጠርውን ፡ ልክ ፡ ነው ፡

፩ሺ፹፪ ያለጽሑፍም ፡ የሚሆነው ፡ አረቦን ፡ (ቀብድ) ፡ በመቀበል ፡ ወይም ፡ ያለ ፡ ዓረቦን ፡ (ቀብድ) ፡ ይሁን ፡ ሻጭ ፡ ከገዥ ፡ እጅ ፡ ዓረቦን ፡ (ቀብድ) ፡ መቀበሉ ፡ ወይመሸጥና ፡ ወይመግዛት ፡ ፍጽሜ ፡ ይመራል ፡ ገዥ ፡ የዋጋውን ፡ ሁኔታ ፡ ቢያፈርስ ፡ ዓረቦን ፡ (ቀብድ) ፡ ለሻጭ ፡ ያሳናል ፡ ፈሱ ፡ ሻጭ ፡ ውሉን ፡ ቢሸር ፡ ሀረቦንን ፡ (ቀብድን) ፡ እጥፍ ፡ አድርጎ ፡ ይክፈል ፡ ለባለቤቱም ፡ ይመልስ ፡ ዓይነቱንና ፡ መለሉንም ፡ ይስጠው ፡ በዋጋ ፡ የሚሸጡት ፡ ከሆነ ፡ ከአርሱ ፡ ወይመልካም ፡ ፍጽሜ ፡ ይረስ ፡

፩ሺ፹፫ የዋጋ ፡ ፍጽሜስ ፡ ገዥ ፡ አርሱን ፡ መቀበሉና ፡ ለሻጭ ፡ ዋጋውን ፡ መስጠቱ ፡ ነው ፡ ዋጋውም ፡ ያልተፈጸመ ፡ በቀጠር ፡ ቢሆን ፡ የሻጭ ፡ ፈቃድ ፡ ቁርጥ ፡ እስኪሆንና ፡ ለምምንታቸውም ፡ እስኪፈጸም ፡ ድረስ ፡ ገዥ ፡ ገንዘቡን ፡ አያጥፋ ፡ ያለዚያም ፡ ለለአውቀታቸው ፡ ፈቃድ ፡ ይሁን ፡ ወይዓይነቷ ፡ ልክ ፡ ወይም ፡ ወይዋጋዋ ፡ ልክ ፡ መለወጥ ፡ አይፈቀድም ፡ የእርሷ ፡ ግምት ፡ እንደዋጋው ፡ ግምት ፡ ፍጽሜ ፡ አይሆንም ፡

፩ሺ፹፬ አስቀድሞ ፡ የሚፈለገው ፡ የዓይነቷንና ፡ የሚሳኗን ፡ እርግጠኛነት ፡ ይህን ፡ ማወቅ ፡ ያገባል ፡ በወርቅ ፡ ዲናር ፡ ጽ ፡ ቢሆን ፡ ትንሽ ፡ ወይም ፡ ትልቅ ፡ ግብጻዊ ፡ ወይም ፡ ጠገሰዳዊ ፡ ነው ፡ ይበል ፡ በብር ፡ ሚዛንም ፡ ቢሆን ፡ ከጽሩይ ፡ ወይም ፡ ከርሱሕ ፡ የተሠራ ፡ በናዝሬት ፡ የተጻፈ ፡ ነው ፡ ይበል ፡ መጽሐፍ ፡ እንደሚፈቅደው ፡ በነገራቸውም ፡ ባይስማሙ ፡ የሀዝር ፡ ነጋዴዎች ፡ ዋጋ ፡ ያቸንፋል ፡ ይልቁንም ፡ በዚያችው ፡ ሀዝር ፡ ለዎች ፡ ነዝር ፡ ይሁን ፡ የብሩ ፡ ልዋጭ ፡ በመልክ ፡ የማይመሳሰልና ፡ የማይተካከል ፡ ቢሆን ፡ የብሩ ፡ ለውጥ ፡ እኳኋን ፡ እስኪታወቅ ፡ ድረስ ፡ መሸጥና ፡ መግዛት ፡ አይፈጸምም ፡

፩ሺ፹፭ ለሻጭ ፡ የሚገባው ፡ በመለየት ፡ ምድሩንም ፡ ፍራውንም ፡ ወይም ፡ ያለፍራዋ ፡ ወይም ፡ ፍራዋን ፡ ብቻ ፡ ሸጫለሁ ፡ ይበል ፡ ሶንጨትም ፡ እንደዚሁ ፡ ነው ፡ የደብዳቤው ፡ ቃል ፡ ቦታውን ፡ በፈቅድ ፡ የቦታውንም ፡ ነዝር ፡ ቢተው ፡

አንቀጽ : ፴፪ :

ስለ : መሸጥና : መግዛት :

ለሐኒያታ : ዘተሳየጠ : ወዝንቱኒ : ወዘእ
ምሳሌሁ : ይኩን : በክመ : ተዐውቀ : ጎበ :
ሰብእ : ወዐቀትሰ : ዘይሰነአወ : ላዕሊሁ :
በሃላ፡ ይጸንዕ : ወለእመ : ተሠድጠ : ተክል :
ወቦቱ : ፍራ : በዘሚጠ : እያገብርም : ለተሣ
ያጢ : አፍልሶቶ : ወኢይክልእዎ : ወሰቅዮቶ :
ወተሰናእዎተ : ሀልዎቱ : ወሰቅዮቱ = እው :
እፍልሶቱ : ይጸንዕ = ወለዘሂ : ይሰፍርም :
ወይሚጥንዎ : ወይደልዎ : በመዳልው :
ይይሉ : ሢጡ : ወተሣይጦቱ : ጎሃይ : ጠመ
ዳልውኒ : ወዘይትሚጠን : በእመት : ወዘ
ይሰፈርሃ : ይጎይሰ =

፩ሺ.፹፮ ወእመቦ : ዘተሳየጠ : ልብሰ : ለለጅዱ : እመት :
በጅዱ : ድርጎም : ይይልዎ : ከመ : ይሳየጥ :
ኩለንታሁ : እው : ዘፈቀደ : እምኔሁ : በመ
ጠነ : ውእቱ : ሢጥ : ወእመኒ : ተሳየጣ :
ወኮነ : እምጣኒሃ : ጀተ : በእመት : ይሳየጥ :
በጀት : ድርጎም : ወእመኒ : ኮነት : ዘተሐጽጽ :
ድልው : ሎቱ : ሥምረት : ወለእመ : ፈቀደ :
ይንሳእ : ኪያሃ : በሐሳብ : ሢጡ : ለእመ :
ሠምረ : ሠደጢ : ወለእመ : ኢፈቀደ : ይሠ
ዐ፤ ተሳይጦ = ወለእመ : ኮነ : ዘይበዝኅ :
ይኩን : በሥምረተ : ፪ሆሙ : በእንተ : ዘፈድ
ፈደ : እምጀት : ባሕተቱ =

፩ሺ.፹፯ ወእመቦ : ዘርእየ : ምንተኒ : እምንዎዩ : እንዘ :
ይሠይጥዎ : በእይ : ካልኡ : ወተክዘሎ : ከመ :
ይክልኡ : ወኢተናጎረ : ይክውን : ዘከመ : ለሊሁ
ሄጠ : ወይይልዎ : ለገብርኒ : ከመ : ይሳየጥ :
ወዘተሳየጠሃ : ይኩን : ለእግዚእ =

፩ሺ.፹፰ ምዕራፍ : ዳግማዊ : ወለእመ : ማሰነ : ዘተሠ
ይጠ : እምቅድመ : ፍጻሜ : ሠይጥ : እመኒ :
ውስተ : እዴሁ : ለዘተሳየጣ : ወእመኒ : እዘ
ለው : እመ : ኮነ : ተሳይጠ : ዘእማሰኖ : ይኩን :
ሎቱ : ወይእንዘ : ዕዳ : ወይደልዎ : ለሠያጢ :
ሢጡ : በክመ : ተሰነአወ : ቅድመ = ወለእመ :
ኮነ : ካልእ : ዘእማሰኖ : ይፍዳ : ዘየንቱዐ :
ወይጎረይ : ተሳይጠ : እመኒ : ለአብጥሎ :
ወእመኒ : ለአቅሞ : ወሠያጢሂ : ይትነ
ሠሃ : ለዘእማሰነ : በመጠነ : ሢጡ = ወለ
እመ : ጠፍእ : እምድጎረ : ፍጻሜ : ተሳ
ይጠ : እመኒ : ኩለንታሁ : እው : መንፈቱ :
ይኩን : ለዘተሳየጠ : ወየሀብ : መጠነ : ሢጡ :
ለሠያጢ : ወእመኒ : ማሰነ : በዕለተ : ተሳይጠ =

የገዛ : ሊሠራባት : ይግባ : ይዘን : የመሰለውም
በሰው : ዘንድ : እንደታወቀው : ይሁን = የተሰ
ማሙብት : ዕውቀትሰ : በዋጋ : ይጸናል = ተክል
ቢጆጥ : በተሸጠው : ተክል : ፍራ : ቢኖርበት :
እንዲነቅለው : ገዢውን : እያስገድዱት =
ውሃ : ከማጠጣት : አይክልክልት = የመኖ
ሩና : ውሀ : የማጠጣቱ : ወይም : ነቅሎ :
የመሃዱ : መስማማት : ይጸናል = የሚሰፍሩ
ትንና : የሚለኩትን : በሚዘን : የሚመዝኑ
ትንም : በግልጽ : መሸጥና : መግዛት : ይገ
ባል = የሚመዘነውና : በክንድ : የሚለካው :
የሚሠፈረውም : ይሻላል =

፩ሺ.፹፱ እያንዳንዱን : ከንድ : ልብሰ : በእንድ : ድጎር
ም : የገዛ : ሰው : ቢኖር : ሁሉንም : ወይም :
በዚያ : ዋጋ : ልክ : ከእርሱ : የወይደውን :
ሊገዛ : ይገባዋል = ቢገዛትም : ልኳ : መቶ :
ክንድ : ቢሆን : በመቶ : ድሪም : ይግዛት = ይነ
ሰች : ብትሆንም : ለእርሱ : ፈቀደ : ይገባዋል =
በዋጋው : ሂሳብ : እርሷን : ሊወስድ : ቢወድ :
ባይወድም : መግዛቱ : ይቀራል = የሚበዛ :
ቢሆን : ከመቶ : ስለሚበዛ : ብቻ : በሁለቱ :
ፈቀድ : ይሁን =

፩ሺ.፻፲ ከገንዘቡ : እንዳች : በሌላው : እጅ : ሲሸጡት :
ያየ : ቢኖር : ሊክላክል : ሲቻለው : ባይናገር :
እርሱ : እንደሸጠው : ይሆናል = ባሪያ : ሊገብ
ያይ : ይገባዋል = የገዛውም : ለኔታው : ይሁን =

፩ሺ.፻፲፱ ሁለተኛው : ምዕራፍ : ከመሸጥ : ፍጻሜ : እስ
ቀድሞ : የተገዛው : ቢጠፋ : በገዢ : እጅ : ቢኖ
ርም : ባይኖርም : ያጠፋው : ገዢው : ከሆነ :
በእርሱ : ይሁን = ዕዳም : ይይዘዋል : እስቀ
ድም : እንደተሰማሙ : ዋጋው : ለሻጭ : ይገ
ባዋል = ያጠፋው : ሌላ : ቢሆን : ስለእርሱ :
ፈንታ : ይክፈል = ለመወሰንም : ቢሆን : ለማ
ፍረሰም : ቢሆን : ገዥ : ይምረጥ = ሻጭም :
በዋጋው : ልክ : እጥፊውን : ይፈላለገው =
ከግዢ : ፍጻሜ : በኋላ : ቢጠፋ : መላውም :
ቢሆን : ግማሹም : ቢሆን : ለገዢው : ይሁን =
በገዛበት : ቀን : ቢጠፋም : የዋጋውን : ልክ :
ለሻጭ : ይሰጥ =

አንቀጽ : ፵፫ =

በለ : መሸጥና : መግዛት =

፩ሺ.፹፱ ወለመ : ኮነ : ሥዩጥ : ገብረ : ወማሰነ : ምን ትኒ : እምአባላተሁ : እመኒ : እግሩ : አው : እዱ : እው : ዓይኑ = ወእመኒ : ኮነ : ማገደረ : ወውዕዩ : ከሰንታሁ : እው : መንፈቁ : ወእመኒ : ኮነት : ሀገረ : ወገለፈ : ፈለግ : ላዕሌሃ : በከሰንታሃ : እው : ጎበ : ፩ዱ : መካነ : እምኔሃ : ወማሰነት : እው : ውሕደት : እው : ወድቁ : አብያተሃ : እው : አእዋሚሃ : ወከሉ : ዘይከውን : ዘከመ : ዝገቱ : እንዘ : ኢዶትዐ ወቅ : ምንትኒ : ጉሕሉት : በላዕለ : ሠያጢ : ሀብተ : ዚአሁ : ውእቱ : ለተሣያጢ : ወይከውን : ሠያጢ : ድኑነ : እምሶዳ : ወከማሁ : ከሉ : ዘተወሰከ : ውሰተ : ግብር : ሥዩጥ : እምንዋይ : ዘይሠዩጥዎ : በክዋኔ : ወበሜጥ : ይከውን : ለተሣያጢ : ዘየንተ : ሠያጢ = ወለእመ = ተገእዙ : በእንተ : አብጥሎቱ : ይኩን : በከመ : ቃሉ : ለሠያጢ : ምሰለ : መሐላው = ወእመኒ : በውሳኔ : ይኩን : በከመ : ቃሉ : ለተሣያጢ : ምሰለ : መሐላው = እስከ : ያመጽእ : ፩ዱ : እምኔሃው : በጥያቄ : ሰማዕተ : ወይፈትሑ : ፍትሐ : ዘአላሆሙ =

፩ሺ.፹፱ የተሸጠው : ባሪያ : ቢሆን : ከሕዋሳቶቹ : እግሩም : ቢሆን : ወይም : እጁ : ወይም : ሀይት : አንዳች : ቢጎድል : ቤትም : ቢሆንና : መላው : ወይም : እኩሌታው : ቢቃጠል : መንደር : ብትሆን : ጎርፍ : በእርሷ : ላይ : በመላዋ : ወይም : በእርሷ : በእንዱ : ቦታ : በኩል : ቢሄድባት : ብትናድ : ወይም : ብትጉደጉድ : ወይም : ቢቶቿ : ወይም : ዛፍቿ : ቢወድቁ : በሻጭ : ምንምን : ተንኮል : ሳይታወቅ : እንደዚህ : የሚሆነው : ሁሉ : ለገዢ : ገንዘቡ : ነው = ሻጭም : ከሰዳ : የዳነ : ያላሆናል = እንደዚህ ከውም : በጨገራታውና : በዋጋው : ከሚሸጡት : ገንዘብ : በሚሸጥ : ነገር : ላይ : የተጨመረው : ሁሉ : ስለሻጭው : ፈንታ : ለገዢ : ያላሆናል = ስለማፍረስ : ቢከራከሩ : ከመሐላው : ጋር : እንደሻጭ : ቃል : ይሁን = በጭማሪም : ቢሆን : ከእነርሱ : እንዱ : በእርግጥ : ምስክርች : እስኪያመጣ : ድረስና : ፍርዳቸውን : እስኪፈርዱላቸው : ድረስ : ከመሐላው : ጋር : እንደገዥ : ቃል : ይሁን =

፩ሺ. ፺ ምሰራፍ : ማልሰ : ወሠያጢ : ሰእመ : ጎረዩ : ደሣጥ : ሎቱ : ንዋየ : እንዘ : ይብል : ሣጥኩ : እነ : እገሌ : በገይሁ : ለእገሌ : በሜጠ : እገሌ : ወፍጻሜሁኒ : እስከ : ፍጻሜ : ሥምረቱ : ለሠያጢ : ወመግብቱ : በሥምረተ : ተሣያጢ : እስከ : ይፈትሩ : የሀሀ : ሰድሜ : መጠነ : ቹቱ : ስለታት : እው : ዘይበገገን : በዘኢዶማሰን : ፍጡን : ወንዋይሂ : ዘተሠዩጠ : የሀሉ : በምልክሳው : ለሠያጢ : በሰድሜ : ካርየት : ወኢዶደልዎ : ይሥራሰ : ውሰቱቱ : ዘእንበለ : መባሕተ : ተሣያጢ : ወለእመ : አስተባውሐ : ወኢክልእ : እምአስተዋዕሉቱ : ተፈጸመ ጎርየተ : ሠያጢ : ወደለዎ : ሣጡ = ወለእመ : ሞተ : ዘቦቱ : ጎርየት : ተሥሰረት : ተሣያጢ =

፩ሺ. ፺ ሦስተኛ : ምዕራፍ : ሻጭ : እኔ : እገሌ : በእገሌ : ጊዜ : በእገሌ : ዋጋ : ሸጥሁ : ብሎ : ሊሸጥለት : ቢወድ : ፍጻሜውም : የሻጭ : ፈቃድ : እስኪፈጸም : ድረስ : መመገብም : በገዢ : ፈቃድ : ፈጥኖ : በማይጠፋ : ገንዘብ : እስኪፈትነው : ድረስ : ቹ : ቀናት : የሀል : ወይም : የሚበዛ : ቀጠሮ : ይሰጠው = የሸጠው : ገንዘብም : በምርጫው : ቀጠሮ : በሻጭ : እጅነት : ይኑር = ያለገዢ : ፈቃድ : በገንዘቡ : ሊሠራበች : እይገባውም = ከፈቀደ : ካልከለከለውም : የሻጭ : ምርጫ : ተፈጸመ = ዋጋውም : ተገባው = ምርጫ : ያለበት : ቢሞት : ግን : ሸያጭ : ይቀራል =

፩ሺ. ፺፩ ወዘሂ : ተሣየጠ : ምንተኒ : ዘከመ : ሎቱ : ግብር : እመር : ወኢተረክዘ : ቦቱ : ዘከመ : ተሣየጠ : ገብረ : ዘከመ : ውእቱ : ኬንያ : ወእረክዘ : ከማሁ : ይኩን : በጎርየቱ : ለተሣያጢ : ሰእመ : ፈቀደ : ይንሥእ : ወእመ : አፈቀደ : ይሣጡ = ወከማሁ : ሰእመ : ተሣየጠ : ምንተኒ : ዘእርእዮ : ውእቱ : እው : መጋበሁ : ይኩን : በከመ : ጎረዩ = ወለእመ :

፩ሺ. ፺፩ ምንም : የዝ : ሰው : ይኸውም : የታወቀ : ሥራ : እንዳለው : ያለ : ነው = ባይገኝበትም : ይኸውም : ብልህ : ነው : የተባለ : ባሪያን : እንደገዛ : ያለ : ነው : እንደተባለውም : ባይገኘው : ገዢ : እንደ : መረጠው : ይሁን : ቢወድ ያውስደው = ባይወድ : ይመልሰው : እንደዚህ ሁም : እርሱ : ወይም : መጋቢው : ያላየውን : እንዳች : ነገር : ቢገዛ : እንደመረጠ : ይሁን =

አንቀጽ ፡ ፴፱ ፡

ሰለ ፡ መሸጥ ፡ መግዛት ፡

በቀሥ ፡ ፩ዱ ፡ ክፍል ፡ በርእይ ፡ ይንሥሎ ፡
ለከሎ ፡ ከመ ፡ ውለቱ ፡ ክፍል ፡ ዘእንበለ ፡
ርእይ ፡ ዘከመ ፡ ዘይት ፡ ወእክል ፡ ወእልዛሰ ፡
ጥቅሉላት ፡ ወእመኒ ፡ ወጽእ ፡ ነውር ፡ እምቅ
ድመ ፡ ሣጥ ፡ ወኮነ ፡ ሠያጢ ፡ ዘእያእመረ ፡
ኪያሁ ፡ ወተሰነእው ፡ ላዕሊሁ ፡ ዘኅረየ ፡ ተሣ
ያጢ ፡ ይግበር ፡ ለነሣእኒ ፡ ወሰኢነሣእኒ ፡ ወእይ
ደልዎ ፡ ሎቱ ፡ ከመ ፡ ይንሥሎ ፡ ዘእሕጽጽ ፡ ዘእ
ንበለ ፡ በሥምረተ ፡ ሠያጢ ፡

በግየት ፡ እንዱ ፡ ክፍል ፡ ቢበቃው ፡ እንደዚ
ያው ፡ ክፍል ፡ ያለግየት ፡ ሁሉንም ፡ ይውስዳ
ቸው ፡ ይኸውም ፡ እንደ ፡ ዘይት ፡ እንደ ፡ እህል ፡
እንደተጠቀለሉ ፡ ልብሶች ፡ ያለ ፡ ነው ፡ ከዋጋ ፡
በፊት ፡ ነውር ፡ በጠጣ ፡ ሻጭ ፡ ይዘን ፡ ላያውቅ
የተዋዋለ ፡ ዘሆን ፡ ገዥ ፡ ለመውስድም ፡ ለመ
ተውም ፡ የመረጠውን ፡ ያድርግ ፡ ያለሻጭ ፡
ፈቃድ ፡ ዋጋውን ፡ በግዋረድ ፡ ሊወስደው ፡
እይገባውም ፡

፩ሺ ፶፪ ወለከሎ ፡ ዘይደልዎ ፡ እሕጽጽተ ፡ ሣጥ ፡ ውስተ
እእምሮተ ፡ ኅጊድ ፡ ነውር ፡ ውለቱ ፡ ዘከመ ፡
ሰራቱ ፡ ገብር ፡ እው ፡ ጉያዩ ፡ እው ፡ ዘይሰይን ፡
ላዕለ ፡ መንጽፋ ፡ እው ፡ ዘየባብድ ፡ እው ፡ ዘቦ ፡
ለምጽ ፡ በውሣጢ ፡ አባሉ ፡ እው ፡ ድጋዩ ፡ እዕ
ይንት ፡ ዘዘልፍ ፡ ወዘከመ ፡ ደዌ ፡ ዘየማሰን ፡
ወገንቱ ፡ ክሉ ፡ እንዘ ፡ ዐለው ፡ ቦቱ ፡ ዘገብር ፡
ሶበ ፡ ሣጢ ፡ ይደልዎ ፡ ዕዳ ፡

፩ሺ ፶፪ በንግድ ፡ ዕውቀት ፡ ውስጥ ፡ ዋጋን ፡ አጉድሉ ፡
መሸጥ ፡ የሚገባው ፡ ሁሉ ፡ ነውር ፡ ቢያገኝ
በት ፡ ነው ፡ ይኸውም ፡ እንደ ፡ ሌባ ፡ ባሪያ ፡
እንደ ፡ ኩብላይ ፡ ወይም ፡ ከምንጣፋ ፡ ላይ ፡
እንደሚሸን ፡ ወይም ፡ እንደሚያብድ ፡ ወይም ፡
በሰውነቱ ፡ ውስጥ ፡ ለምጽ ፡ እንደእለበት ፡
ወይም ፡ ዘወትር ፡ እንደዐይን ፡ በሽተኛ ፡ የሚ
ጎዳ ፡ ደዌ ፡ እንዳለበት ፡ ያለ ፡ ነው ፡ ይዘ ፡ ሁሉ ፡
በባሪያው ፡ እያለበት ፡ ቢሸጥ ፡ ዕዳ ፡ ይገባዋል ፡

፩ሺ ፶፫ ወእምእንሰላኒ ፡ ለእመ ፡ ሣጢ ፡ ጥፋት ፡ እንዘ ፡
የእምር ፡ ከመ ፡ ጋኔሣዊ ፡ ውለቱ ፡ እው ፡ ዐብድ
ለእመ ፡ እንገሮ ፡ ሠያጢ ፡ ለዘይሣዩጥ ፡ ተብ
ዘለ ፡ ሰዳ ፡ በላዕሊሁ ፡ ወዘሣጢ ፡ ገብረ ፡ ወው
እቱ ፡ እንዘ ፡ የእምር ፡ ከመ ፡ ፈያታዊ ፡ ውለቱ ፡
እው ፡ ዐብድ ፡ እው ፡ ዝንጉዕ ፡ ወእንገሮ ፡ ለተ
ሣያጢ ፡ ግሰዘ ፡ ዘእቡ ፡ ወፈድፋድሰ ፡ ለእመ ፡
ይዘ ፡ ጊዜ ፡ ተሰናኚዎቱ ፡ አልቦ ፡ ውስተቱ ፡
ነውር ፡ ሎቱኬ ፡ ይደልዎ ፡ በኑህ ፡ ኚቱ ፡ እው
ራህ ፡ ከመ ፡ ያግብእ ፡ ወይትንሠግ ፡ በከሎ ፡
ዘገብረ ፡ እምእጥፍእቱ ፡ በውስተ ፡ ቤተ ፡ ተሣ
ያጢ ፡ ወእመሰ ፡ ኅለፈ ፡ እምእሱ ፡ እውራህ ፡
ወእኩንደዩ ፡ አልቦቱ ፡ ሰዳ ፡ ለሠያጢ ፡

፩ሺ ፶፫ ከእንሰላትም ፡ ወገን ፡ ኩብላይ ፡ ጋኔሣም ፡ አብያ ፡
እንደሆነ ፡ እያወቀ ፡ ቢሸጥ ፡ ሻጭ ፡ ለገዢ ፡
ባይነገረው ፡ በእርሱ ፡ ላይ ፡ ዕዳ ፡ አለ ፡ ተባለ ፡
ሽፍታ ፡ ወይም ፡ ለነፍ ፡ ወይም ፡ ዝንጉዕ ፡ እን
ደሆነ ፡ እያወቀ ፡ ባሪያ ፡ የሸጠ ፡ ለገዢውም ፡
ጠባዩን ፡ ባይነገረው ፡ ያልቁንም ፡ በመስግቱ ፡
ጊዜ ፡ ነውር ፡ የለዘትም ፡ ቢል ፡ በሰድሰት ፡
ወፋ ፡ ሊመልሰለት ፡ ይገባዋል ፡ በገዥው ፡
ቤት ፡ ከግጥፋቱ ፡ የተነሣ ፡ ባደረገው ፡ ሁሉ ፡
ያፈላለገው ፡ ከእሊህ ፡ ወራቶች ፡ ቢያልፍ ፡
ግን ፡ ቢያዘገየውም ፡ በሻጭ ፡ ዕዳ ፡ የለበትም ፡

፩ሺ ፶፬ ወለእመ ፡ ጉዩ ፡ ገብር ፡ እው ፡ እንሰላ ፡ በኑህ ፡
ኚቱ ፡ እውራህ ፡ ወእጠንቀቀ ፡ ዐቁቦቶ ፡ የዐቦ ፡
ሣጢ ፡ ለዘሣጢ ፡ ወእመሰ ፡ ኅገረ ፡ ጊዜ ፡ ይሠ
ይሠ ፡ ከመ ፡ ገብር ፡ እኮይ ፡ ውለቱ ፡ ወከመ ፡
ውለቱ ፡ እያገብእ ፡ ኅዘሁ ፡ እያረክቦ ፡ ዕዳ ፡
ለእግብእቱ ፡ ወእ ፡ ለፈደዩ ፡ ንዋዩ ፡ ለዘእ
በሰ ፡ ወእ ፡ እግብእተ ፡ ሣጢ ፡ ወእ ፡ በተ
ኅሥግቱ ፡ ለእመ ፡ ጉዩ ፡ ወለእመሰ ፡ ወዕእ ፡
ነውር ፡ ላዕለ ፡ ሥዩዮ ፡ በኅዘ ፡ ተሣያጢ ፡ እይ
ደልዎ ፡ ለተገያጢ ፡ ከመ ፡ የአኅዘ ፡ ለሠያጢ ፡
በእግብእተ ፡ ዘእሁ ፡ እላ ፡ ይደልዎ ፡ ሎቱ ፡
ከመ ፡ ያግብእ ፡ ሕጻን ፡ ነውር ፡ ዘተደመ ፡

፩ሺ ፶፬ በሰድሰት ፡ ወር ፡ ስድሜ ፡ ባሪያው ፡ ወይም ፡
እንሰላው ፡ ቢኩብልል ፡ መጠበቁንም ፡ ባይጠ
ነቀቅ ፡ ዋጋውን ፡ ለሸጠለት ፡ ያሰጠው ፡ በግ
ሸጥበት ፡ ጊዜ ፡ ክፍ ፡ ባሪያ ፡ እንደሆነ ፡
ወደእርሱም ፡ የግይመለሰ ፡ እንደሆነ ፡ ቢኖር ፡
ግን ፡ እርሱን ፡ ለመመለሰ ፡ ባሪያው ፡ ያጠፋ
ውን ፡ ገንዘብ ፡ ለመክፈል ፡ ዋጋውንም ፡ ለመ
መለሰ ፡ ቢጠፋም ፡ እርሱን ፡ ለመፈለግ ፡ ሰዳ ፡
እያገኘውም ፡ በገዥ ፡ ዘንድ ፡ በተሸጠው ፡
ላይ ፡ ነውር ፡ ቢገኝበት ፡ ገዥ ፡ እርሱን ፡ ለመ
መለሰ ፡ ሻጭን ፡ ለያዘው ፡ እያገባውም ፡
በሻጭ ፡ ላይ ፡ የቀደመ ፡ የነውር ፡ ቅናሽን ፡ ያሰ

እንቀጽ፡ ሕዳ።

ላዕለ ፡ ሠያጢ ፡ እመሰ ፡ ተገእዙ ፡ ጄኤሆሙ ፡
ወኮነ ፡ ነውር ፡ እምዘይትከሀል ፡ ይኩን ፡ በከመ
ቃሉ ፡ ለሠያጢ ፡ ምስለ ፡ መሐላሁ ፡ ወእመኒ ፡
እግብዙ ፡ አው ፡ ሞተ ፡ በጎቤሁ ፡ ኢይግባእ ፡
ሎቱ ፡ ምንትኒ ፡ ወከማሁ ፡ ለእመ ፡ መጽ
ውቶ ፡ አው ፡ ወዘቦ ፡ እው ፡ ሤጦ ፡ ኢይግባእ ፡
ጎቤሁ ፡ እው ፡ ኮነ ፡ ገብረ ፡ ለዘኢኮነ ፡ ምእ
መነ ፡ ወተሣዩጦ ፡ ወአጥመቆ ፡ አው ፡ ኮነት ፡
አሐቱ ፡ አመት ፡ እንተ ፡ ተአምን ፡ ወአውሰበ ፡
ኪያሃ ፡ እው ፡ አስተዋሰባ ፡ ለፅዱ ፡ እምእ
መናን ፡ ወእሉ ፡ ግብራት ፡ ነሎሙ ፡ እይገ
ብሉ ፡ ወኢይመዶጥምሙ ፡ ጎበ ፡ ሠያጢ ፡ በእ
ንተ ፡ ሕጻጸ ፡ ነውር ።

፩ሺ. ፶፮ ወለእመ ፡ ቦቱ ፡ ለሠያጢ ፡ ልብሰ ፡ ጠሣጦ ፡
ወእመ ፡ ሴረዮ ፡ አው ፡ ገብሮ ፡ ቀሚሰ ፡ አው ፡
ሰፊዮ ፡ እምድጎረ ፡ ተሣዩጦ ፡ ወፈተይ ፡ ከመ ፡
ያግብእ ፡ ሎቱ ፡ ድጎነ ፡ ሠያጢ ፡ እምነውረ ፡
ዘእሁ ፡ ወነሎ ፡ ዘአምሳሊሁ ፡ ለዘጎቱ ፡ ፩ዱ ፡
ነጎነከሆሙ ።

፩ሺ. ፶፯ ወለእመ ፡ አእመረ ፡ ተሣዩጦ ፡ ላዕለ ፡ ነውር ፡
ዘተይመ ፡ ወተክሀሎ ፡ ተፋትሐ ፡ በእንተአሁ ፡
ወኢግብረ ፡ ዘንተ ፡ ተመትረት ፡ ተንሥምቱ ፡
ወእመኒ ፡ ሣጦ ፡ ለገብር ፡ ዘተሣዩጦ ፡ ወቦቱ ፡
ነውር ፡ ዘተይመ ፡ ዘኢይእመሮ ፡ ኪያሁ ፡ ወር
እዮ ፡ ተሣዩጦ ፡ ዳግማዊ ፡ ኢይደልዎ ፡ ዕዳ ፡
ለተሣዩጦ ፡ ተዳማዊ ፡ በጎበ ፡ ፈታኪ ፡ በሰ
ምዐ ፡ ጥያቄ ፡ እኮ ፡ በነገር ፡ ባሕተቱ ፡ ውእቱ ፡
ይደልዎ ፡ የአጎዞ ፡ ለሠያጢ ፡ ተዳማዊ ፡ ወለእ
መሰ ፡ ተሰነአዎ ፡ በምንትኒ ፡ ላዕለ ፡ ንዋይ ፡
ዘእንበለ ፡ ፈታኪ ፡ ኢይደልዎ ፡ ዕዳ ፡ ወነሎ ፡
ዘተርእዮ ፡ ነውረ ፡ ዘእሁ ፡ በጊዜ ፡ ሣዮ ፡ ኢይ
ደልዎ ፡ ዕዳ ፡ በምንትኒ ፡ እምነውረ ፡ ዘእሁ ፡
ለእመ ፡ ፈለጠ ፡ ነውራተ ፡ ነሎ ፡ በዘክር ፡
አው ፡ አፈለጠ ።

፩ሺ. ፶፰ ምዕራፍ ፡ ራብሰ ፡ በእንተ ፡ ዘኢይደሉ ፡ ሠይ
ጦቱ ፡ ወኢተሣዩጦቱ ፡ ወኢይደሉ ፡ ሠይጠ ፡
ግዕዛን ፡ ወኢሠይጠ ፡ ምእመናን ፡ ለእለ ፡
አኮነ ፡ ምእመናን ፡ ወኢሠይጠ ፡ አዝማድ ፡
ወኢሠይጠ ፡ ወዓልት ፡ ግሙራ ፡ ወኢሠይጠ ፡
ዘጎሉትዎ ፡ ወፈድፋድሰ ፡ ኢይሣዮ ፡ ገብረ ፡
ዘእቀነዮ ፡ እምተዳሚ ፡ ወኢይሣዮ ፡ ዘአማገበ
ንዎ ፡ በፍኅተ ፡ ማገሰንት ፡ ጡክፍት ፡ ወተሣ

ሰለ ፡ መሸጥና ፡ መግዛት ።

መልሰ ፡ እንጂ ፡ ሁሉቱ ፡ ቢከራከሩ ፡ ነውሩም ፡
ከማይቻል ፡ ወገን ፡ ቢሆን ፡ ከመሐላው ፡ ጋር ፡
እንይሻጭ ፡ ቃል ፡ ያሁን ፡ ጎሃ ፡ ቢያወጣው ፡
ወይም ፡ በእርሱ ፡ ዘንድ ፡ ቢሞት ፡ ምንም ፡ አይ
መለሰለት ። እንደዚሁም ፡ ቢመጸውተው ፡
ወይም ፡ እላልፎ ፡ ቢሰጠው ፡ ወይም ፡ ቢሸ
ጠው ፡ ወደእርሱ ፡ አይመለስም ። ወይም ፡
ላላመነ ፡ ሰው ፡ ባሪያ ፡ ቢሆን ፡ ገዝቶም ፡ ቢያ
ጠምቀው ፡ ወይም ፡ እንዲት ፡ ሴት ፡ ባሪያ ፡
የምትምን ፡ ብትሆን ፡ እርሷንም ፡ ቢያገባት ፡
ወይም ፡ ከምእመናን ፡ ለአንዱ ፡ ቢያገባት ፡
(ቢድራት) ፡ እኒህ ፡ ሁሉ ፡ ሥራዎች ፡ አይመለ
ሱም ። በነውር ፡ ጉድለት ፡ ምክንያትም ፡ ወይ
ሻጭ ፡ እይመልሷቸውም ።

፩ሺ. ፶፩ ለሻጭ ፡ ልብሰ ፡ ቢኖረውና ፡ ቢሸጠው ፡ ቀለ
ምም ፡ ቢያገባው ፡ ቀሚሰ ፡ ቢያደርገውም ፡
ከነዛው ፡ በኋላ ፡ ቢሰፋው ፡ ሊመልሰውም ፡
ቢወድ ፡ ሻጭ ፡ ከነውሩ ፡ ዳነ ፡ ያህን ፡ የመሰ
ለው ፡ ሁሉ ፡ ፍርዳቸው ፡ አንድ ፡ ነው ።

፩ሺ. ፶፪ ገዥ ፡ የቀደመ ፡ ነውሩን ፡ ቢያውቅ ፡ ስለእርሱ ፡
ከእርሱ ፡ መፋረድ ፡ ሊቻለው ፡ ይዘን ፡ ባይደ
ርግ ፡ መፈላለጉ ፡ ትቀራለች ፡ የገዛውን ፡ ባሪያ
ቢሸጠው ፡ እርሱ ፡ ያላወቀው ፡ የቀደመ ፡ ነውር
ቢኖርበት ፡ ሁለተኛውም ፡ ገዥ ፡ ቢያየው ፡
በቃል ፡ ብቻ ፡ ያይደለ ፡ በማሰረጃ ፡ ምስክር ፡
በዳኛ ፡ ዘንድ ፡ የፈተኛውን ፡ ገዥ ፡ ዕዳ ፡ አይገ
ኘውም ። እርሱም ፡ የፈተኛውን ፡ ሻጭ ፡ ሊይ
ዘው ፡ ያገባዋል ፡ በማናቸውም ፡ በጎንዘብ ፡ ያለ
ዳኛ ፡ ቢሰማማ ፡ ግን ፡ ዕዳ ፡ አይገባውም ።
በዋጋ ፡ ጊዜ ፡ የታየ ፡ ነውር ፡ ሁሉ ፡ ከነውር ፡
ወገን ፡ በማናቸውም ፡ ነውሮችን ፡ ሁሉ ፡ በመ
ናገር ፡ ቢለይ ፡ ወይም ፡ ባይለይ ፡ ዕዳ ፡ አይገባ
ውም ።

፩ሺ. ፶፫ ፱ኛው ፡ ምዕራፍ ፡ ሊሸውትና ፡ ሊገዙት ፡ ስለ
ማይገባ ፡ ያናገራል ። ነፃ ፡ የወጡትንና ፡ የመነ
ትን ፡ ላላመኑ ፡ ሰዎች ፡ መሸጥ ፡ አይገባም ።
ዘመዶችን ፡ መሸጥ ፡ ሎሌዎችን ፡ ከቶ ፡ መሸጥ ፡
የጎሉቱትንም ፡ መሸጥ ፡ አይገባም ። ያል
ቁንም ፡ ከጥንት ፡ ያልገዛውን ፡ ባሪያ ፡ አይ
ሸጥ ፡ ተቀባይነት ፡ ባላት ፡ በአይራና ፡ በጠባ
ቂነት ፡ መንገድ ፡ አይራ ፡ ያሰጠበቁትንም ፡

አንቀጽ ፡ ፴፱ ፡

ልም ፡ መዘኢያክል ፡ ሳዕል ፡ አወጥሮቱ ፡ ዘከመ ፡
ገብር ፡ ጉዳዩ ፡ ወንግ ፡ ዘውሰተ ፡ ፈለግ ፡
ወዳፍ ፡ ዘይወርር ፡ ወወይጠል ፡ ዘየዐይል ፡
ውስተ ፡ ገዳም ፡ ወኢያግጡ ፡ ምንተኒ ፡ ወኢ
ያግደጡ ፡ ገብር ፡ ዘይጉዳይ ፡ ወአሥጋሬ ፡ ዓግ ፡
ዘባሕር ፡ ወአሥጋሬ ፡ ያፍ ፡ ዘይወርር ፡ ወዘይ
ንቡ ፡ ወይጠል ፡ ውስተ ፡ ገዳም ።

፩ሺ.፶፭ ወኢያኮን ፡ ዓዲ ፡ ተግደው ፡ አው ፡ ለወልወ ፡
ሕሩም ፡ ዘከመ ፡ ማውታ ፡ ወደም ፡ ወብላብ ፡
አርዌ ፡ ወዘይጠብሎ ፡ ለጣዖት ፡ ወእንስሳት ፡
እለ ፡ ይተትሉ ፡ ዘሕምሎ ፡ ወአራዊት ፡ መግ
ጥያን ፡ እለ ፡ አይሆንዩ ፡ ለንዕወት ፡ ወዘኢያብ
ቀኑቡ ፡ ባቲ ፡ በእንተ ፡ አሕሥም ፡ ዘይከውን ፡
እምንቤሃ ፡ ዘከመ ፡ ዘይሲ ፡ ወእንበሳ ፡ ወዘከመ
በቀላት ፡ ቀታልያን ፡ ወዘተርፋሂ ፡ ዘዘኢሁ ፡
እለ ፡ ይተትሉ ፡ ወኢ ፡ እለ ፡ አይበቀኑቡ ፡
ግሙራ ፡ ዘከመ ፡ ተሐዋስያን ፡ ወዘኢያትኦ
መር ፡ በዕድሜ ፡ መጠነ ፡ ግጡ ፡ እምግጥ ፡
እስከ ፡ ጊዜ ፡ ወሂብ ፡ ወዘኢያትኦመር ፡ አር
አያው ፡ ዘከመ ፡ ዕንስ ፡ ዘእንበለ ፡ እሙ ፡ ወኢ
ፍራ ፡ እምቅድመ ፡ ታስተርኢ ፡ ወሐሊብ ፡
ዘውስተ ፡ ጥብ ፡ ወምስክ ፡ ዘውስተ ፡ ዘረሊ ፡
ወመዓር ፡ ዘውስተ ፡ ቀሱት ፡ ወኢወይጠ ፡ ግብ
ራት ፡ ብጠሎት ፡ ሱጥፋት ፡ ማእከል ፡ ሰብእ ፡
ከመ ፡ ፍንጠ ፡ ወግዕር ፡ ወማያት ፡ እለ ፡ ዩሐ
ሙሩ ፡ በምንትኒ ፡ እምኔሃ ፡ እምቅድመ ፡ ያፍ ፡
ልሱ ፡ እመከናቲሆሙ ።

፩ሺ.፶፱ ወኢያግጡ ፡ ዕንስተ ፡ ዘእንበለ ፡ ምስለ ፡ ዕንስ ፡
ዘእሃ ፡ ወኢ ፡ ወሳዲተ ፡ ዘእንበለ ፡ ምስለ ፡
ወልዳ ፡ እምቅድመ ፡ ጎዲገ ፡ ጥብ ፡ በእንተ ፡
ተዓቅቦ ፡ እምተጎጉሎቱ ፡ ወኢ ፡ እምን ፡ ዘይ
ያሉ ፡ ሳዕሊቡ ፡ ቀትል ፡ ወኢ ፡ ወሂብ ፡ ንዋሃ ፡
ሐቅል ፡ ለእማሳንያን ፡ ዘከመ ፡ ወሂብ ፡ መጥ
ባሕት ፡ ለራያታዊ ፡ ወውሂብ ፡ ዕርፍ ፡ ለጉሕ
ላዊ ፡ ወውሂብ ፡ ማጎተም ፡ ዘወርቅ ፡ ለዘኢያ
ያሉ ።

፩ሺ.፷፱ ወዘግጡ ፡ ንዋሃ ፡ ዘኢያከውን ፡ አማነ ፡ ወይ
ጠቱ ፡ ምስለ ፡ ዘይከውን ፡ አማነ ፡ ዘከመ ፡
ወይጠ ፡ ፀቱ ፡ ዘከመ ፡ ወእላሙ ፡ ፀቱ ፡ እግ
ብርት ፡ ወተረክበ ፡ ከመ ፡ ፩ዱ ፡ እምኔሆሙ ፡
አግእቢ ፡ ወእቱ ፡ ወተግደጠሰ ፡ በኅርዮት ፡

ስለ ፡ መሸጥና ፡ መግባት ፡

መስጠት ፡ የማይቻለውንም ፡ ነገር ፡ አይሸጥ ።
ይኸውም ፡ እንደ ፡ ኮብላይ ፡ ባሪያ ፡ ዘወንዝ ፡
ውስጥ ፡ እንዳለ ፡ ዓግ ፡ እንደሚበር ፡ ጠፍ ፡
ዘበርዘ ፡ እንደሚዞር ፡ ፈቆ ፡ ያለ ፡ ነው ፡ ኮብላይ ፡
ባሪያን ፡ ዓግ ፡ አሥጋሬ ፡ የባሕሩን ፡ ጠፍ ፡ አጥ
ማጅ ፡ የሚበረውን ፡ አዳኝም ፡ የበርዘውን ፡
ፈቆ ፡ እንዳችም ፡ አይሸጡ ፡ አይግዙም ።

፩ሺ.፷፱ ዳግመኛም ፡ የተክለክለውን ፡ መግባት ፡ ወይም ፡
መለወጥ ፡ አይሁን ። ይኸውም ፡ እንደበክት ፡
(ሙቶ ፡ እንዳይረ) ፡ እንደ ፡ ያም ፡ እንደ ፡ አውሬ
ትራሬ ፡ ለጣዖት ፡ እንደተወዋ ፡ በመርዛቸው ፡
እንደ ፡ ሚገደሉ ፡ እንስሳት ፡ ለመታደን ፡ እንደ ፡
ማይመቹ ፡ የሚነጥቁ ፡ እውሬዎች ፡ ከእርሷ ፡
የተገኘውን ፡ የሚጎዳ ፡ ስለዮን ፡ የማይጠቀሙበ
ትን ፡ እንደ ፡ እባብና ፡ እንደ ፡ እንበሳ ፡ እንደሚ
ገደሉ ፡ እዝርዕቶች ፡ ያሉ ፡ ናቸው ። በያይነቱ ፡
የቀሩትንም ፡ የሚገደሉትን ፡ ፈጽመው ፡ የማይ
ጠቅሙትን ፡ እንደ ፡ ተንቀሳቃሽ ፡ ከዋጋም ፡
እስከ ፡ መስጠት ፡ ጊዜ ፡ ድረስ ፡ የዋጋውን ፡
ልክ ፡ በቀጠሮ ፡ የማይታወቀውን ፡ ይኸውም ፡
እንደ ፡ ዕንስ ፡ ያለውን ፡ ያለእናቱ ፡ ወይም ፡
ከመታዩቱ ፡ አስቀድሞ ፡ እንደ ፡ ፍሬ ፡ በሁት ፡
ውስጥ ፡ እንዳለ ፡ ወተት ፡ በከርሷ ፡ ውስጥ ፡
እንዳለ ፡ ሽቱ ፡ በማድጋ ፡ ውስጥ ፡ እንዳለ ፡ ማር
ያለ ፡ ነው ። ወይም ፡ በሰዎች ፡ መካከል ፡ እንደ
ነት ፡ የተፈቀዱትን ፡ ነገሮች ፡ እንደ ፡ ጎዳና ፡ እን
ደ ፡ ማር ፡ ከእርሷ ፡ በማናቸውም ፡ በኩል ፡ እን
ደሚሄዱ ፡ ሙዘዎች ፡ ከዐታው ፡ ሳይንሱ ፡
መሸጥ ፡ አይገባም ።

፩ሺ.፷፱ ያረገዘችውን ፡ ከእረዘቸው ፡ ጋር ፡ ካልዮን ፡
የወለደችውንም ፡ ከልጅዋ ፡ ጋር ፡ ካልዮን ፡
ጡት ፡ ከመጣሉ ፡ እስቀድሞ ፡ ከጥፋቱ ፡ ሞትም
የሚገባው ፡ ከመዮን ፡ የተነሣ ፡ ስለመጠበቅ ፡
እይሺጤ ። ጥፋትን ፡ ለሚያደርጉ ፡ ሰዎች ፡
የወር ፡ መግሪያ ፡ መስጠት ፡ አይገባም ። ይኸ
ውም ፡ ለሽፋታ ፡ ሰይፍ ፡ እንደመስጠት ፡ ለሌባ
ድጅኛ ፡ እንደመስጠት ፡ ለማይገባው ፡ ሰው ፡
የወርቅ ፡ ማጎተም ፡ እንደመስጠት ፡ ያለ ፡ ነው ።

፩ሺ.፷፱ መሸጡ ፡ እውነተኛ ፡ ያልዮነውን ፡ ሶቀ ፡ እው
ነተኛ ፡ ከዮንው ፡ ጋር ፡ የሸጠ ፡ ሁለቱን ፡ እንደ ፡
መሸጥ ፡ ያለነው ። እነዚህም ፡ እንደ ፡ ሁለት ፡
ባሮች ፡ ከእነርሱ ፡ እንዱ ፡ ነፃ ፡ እንደዮን ፡
በገኝ ፡ ነው ። በምርጫ ፡ መግባትስ ፡ በሚገባ ፡

አንቀጽ ፡ ፴፫ ፡

ሰለ ፡ መሸጥና ፡ መግዛት ፡

በዘይደሉ ፡ ሠይጦቱ ፡ ጥይቀ ፡ ወላዕለ ፡ ሠያጢ ፡
ይደሉ ፡ ከመ ፡ ያግብእ ፡ ሎቱ ፡ ሤጦ ፡ በዘሊያክ
ውን ፡ እማን ፡ ሠይጦቱ ፡ ወዘተጣየጠ ፡ ምን
ተኒ ፡ ከመ ፡ ውእቱ ፡ ያጉልቶ ፡ እው ፡ ይመጽ
ውት ፡ ቦቱ ፡ ያጥብዕ ፡ ለጉልቶቱ ፡ እው ፡ በመጽ
ውቶ ፡ ቦቱ ፡ ዘእንበለ ፡ ዳእመ ፡ ሰእመ ፡ ግብተ ፡
ነጥእ ፡ ዘይመልኮ ፡ ወነደዩ ፡

፩ሺ፩፻፩ ወዘሤጠ ፡ ዓዕደ ፡ ዘሊኮነት ፡ ዘዘሊሁ ፡ ወሐ
ነጻ ፡ ውስቴታ ፡ ዘተጣየጣ ፡ ሕንጻ ፡ ወለመላ
ኪሃ ፡ ዘቀዳሚ ፡ ይኩን ፡ ጎርዮት ፡ ወእመኒ ፡
ፈቀደ ፡ መጠነ ፡ ሤጥ ፡ ይንሣእ ፡ እምጉሕላዊ ፡
እው ፡ መጠነ ፡ ሤጣ ፡ እምነ ፡ ተሠያጢ ፡ ወእ
መኒ ፡ ፈቀደ ፡ ይኩን ፡ ሎቱ ፡ በውስተ ፡ ዓዕደ ፡
በእምጣነ ፡ ሤጣ ፡ እምቅድመ ፡ ትትሐነጽ ፡
ዘተረክበ ፡ ድጎሪ ፡ እምሤጠ ፡ ዘሊሃ ፡ ወይደሉ ፡
ለተሠያጢ ፡ ከመ ፡ ይጎረይ ፡ ለእመ ፡ ሠምሪ ፡
በዝንቱ ፡ እው ፡ ያፍልሰ ፡ ዘሐደሰ ፡ እምብልዮቱ
ወደንሥእ ፡ ለሤጥ ፡ ቀዳማዊ ፡ እምነ ፡ ዘተን
ሕለወ ፡

፩ሺ፩፻፪ ወትእዛዝሰ ፡ እልቦ ፡ ውስቴቱ ፡ ከመ ፡ ይሣ
የጥ ፡ ንዋዩ ፡ ሰራቅያን ፡ ወለዘእጽሐፋ ፡ ሎቱ ፡
ትእዛዝ ፡ እይደልዎ ፡ ከመ ፡ ይጣየጥ ፡ ምንተኒ ፡
እምንዋዩ ፡ ደካትም ፡ ወዘከመ ፡ ዝንተኒ ፡ ይደ
ልዎ ፡ ለመጋቢ ፡ ወእይደልዎ ፡ ለመኑሂ ፡
እምሥዩማን ፡ ከመ ፡ ይጣየጥ ፡ እምነ ፡ ዘሀሎ ፡
ሥዩመ ፡ ዘላዕሌሁ ፡ እው ፡ እምነ ፡ ዘሀለወ ፡
ታሕተ ፡ ግመቱ ፡ ምንተኒ ፡ እምተሐዋስያን ፡
እው ፡ እምእለ ፡ እይትሐወሱ ፡ ላዕለ ፡ እደ ፡
ማእከላዊ ፡ ወእ ፡ በነፍሱ ፡ ዘእንበለ ፡ በመጠነ ፡
ሤጦ ፡ ወበሥምሪቱ ፡ ለሠያጢ ፡ ወለእመ ፡
ገብረ ፡ ዘእንበለ ፡ ዝንቱ ፡ ይንሥእ ፡ እምኔሁ ፡
ዘተጣየጠ ፡ ወእይግዛእ ፡ ሎቱ ፡ ግጦ ፡ ወባ
ሕቱ ፡ ይትፈለጥ ፡ ለእሠንዮታት ፡ ኩለንታሁ ፡

፩ሺ፩፻፫ ወእይደሉ ፡ ነሣእተ ፡ ፈጽሞ ፡ ዘተጣየጠ ፡
በቃለ ፡ ውሳኔ ፡ ሙሉን ፡ ከመ ፡ ዘይብል ፡ ሰበ ፡
ትወልድ ፡ ዛቱ ፡ ላሕም ፡ ወወለደ ፡ ወልዳ ፡
ናሁ ፡ እሠይጥ ፡ ለከ ፡ ዘተወልደ ፡ እው ፡ ከመ ፡
ዘይብል ፡ ሤጥኩ ፡ ለከ ፡ ዘንተ ፡ ሀዕደ ፡ በሂ ፡
በሥርዓተ ፡ ውሳኔ ፡ ከመ ፡ ትጣጥ ፡ ሊተ ፡ ገብ
ረክ ፡ በክ ፡ እው ፡ ከመ ፡ ዘይብል ፡ ሤጥኩ ፡
ለከ ፡ ዘንተ ፡ ገብረ ፡ በክቱ ፡ ፍጡነ ፡ እው ፡ በክ
በውሂበ ፡ ዕድሜ ፡

መሸጡ ፡ የተረጋገጠውን ፡ ነው ፡ መሸጡ ፡ እው
ነተኛ ፡ ባልሆነው ፡ ነገር ፡ ዋጋውን ፡ ሊመልስ
ለት ፡ ለሻጭ ፡ ይገባል ፡ እንደሚጉልተው ፡
ወይም ፡ እንደሚመጽውተው ፡ እድርጎ ፡ እን
ዳች ፡ ነገር ፡ የገዛ ፡ ሰው ፡ ለመጉለት ፡ ወይም ፡
ለመመጽወት ፡ ይጽና ፡ ድንገት ፡ የሚገዛውን ፡
እጥቶ ፡ ቢደኸይ ፡ ነው ፡ እንጂ ፡

፩ሺ፩፻፬ የራሱ ፡ ያልሆነውን ፡ ቦታ ፡ የሸጠ ፡ ሰው ፡ የገዛ
ትም ፡ ሰው ፡ በውስጡ ፡ ግንብ ፡ ቢሠራ ፡ ምር
ሜ ፡ መጀመሪያ ፡ ለገዛት ፡ ይሁን ፡ የዋጋውን ፡
ልክ ፡ ከሸፋሬ (ክሌባው) ፡ ሊቀበል ፡ ቢወድ ፡
ወይም ፡ የዋጋውን ፡ ልክ ፡ ከገዥ ፡ ሊቀበል ፡
ቢወድ ፡ በቦታው ፡ ውስጥ ፡ ከመሠራቷ ፡ እስ
ቀድሞ ፡ ከዋጋዋ ፡ በኋላ ፡ የተገኘው ፡ በዋጋዋ ፡
ልክ ፡ ለእርሱ ፡ ይሁን ፡ ሰገዥም ፡ ይህን ፡
ቢወድ ፡ ወይም ፡ ከእርጅናው ፡ ያደሰውን ፡
ሊያፈርስ ፡ ቢወድ ፡ ሊመርጥ ፡ ይገባዋል ፡ መጀ
መሪያውን ፡ ዋጋ ፡ ክሌባው ፡ ይውሰድ ፡

፩ሺ፩፻፭ ሕግ ፡ ግን ፡ የሌቦችን ፡ ገንዘብ ፡ ይገዛ ፡ ዘንድ ፡
በውስጡ ፡ የለም ፡ ትእዛዝ ፡ ያጽፋለት ፡ ሰውም ፡
ክድን ፡ እደጎች ፡ ገንዘብ ፡ ምንምን ፡ ሊገዛ ፡
እይገባውም ፡ ለመጋቢም ፡ እንደዚህ ፡ ያለ ፡
ሥራ ፡ ይገባዋል ፡ ከሹማምት ፡ ወገን ፡ ለማ
ንም ፡ በላዩ ፡ ከተሾመበት ፡ ሰው ፡ ወይም ፡ ከሹ
መቱ ፡ በታች ፡ ካለ ፡ ሰው ፡ ከሚንቀሳቀሱ ፡
ወይም ፡ ከማይንቀሳቀሱ ፡ በመካከለኛ ፡ ሰው ፡
እጅም ፡ ቢሆን ፡ በራሱም ፡ ቢሆን ፡ በዋጋው ፡
ልክና ፡ በሻጭ ፡ ፈቀድ ፡ ላልሆነ ፡ በቀር ፡ ምንም
ሊገዛ ፡ እይገባውም ፡ ያለዚህ ፡ ቢያደርግ ፡ የገ
ዛውን ፡ ከእርሱ ፡ ይውሰድ ፡ ዋጋውም ፡ እይመ
ለሰለት ፡ ነገር ፡ ግን ፡ ሁሰንተናዉን ፡ ለማሳመር
ይለይ ፡

፩ሺ፩፻፮ ፈራሽ ፡ በሆነ ፡ ውሳኔ ፡ ቃል ፡ የገዛዉን ፡
ፈጽሞ ፡ መውሰድ ፡ እይገባውም ፡ ይች ፡ ላም ፡
በምትወልድበት ፡ ጊዜ ፡ ልጅዋም ፡ በም
ትወልድበት ፡ ጊዜ ፡ የተወሰደውን ፡ እነሆ ፡
እሸጥልሃለሁ ፡ እንደሚል ፡ ያለ ፡ ነው ፡ ወይም ፡
ባሪያህን ፡ በኻያ ፡ ብር ፡ ልትሸጥልኝ ፡ ዘውሳኔ ፡
ደንብ ፡ ይህን ፡ ቦታ ፡ በሃብር ፡ ሸጥሁልህ ፡
እንደሚል ፡ ነው ፡ ወይም ፡ ይህን ፡ ባሪያ ፡
እጅ ፡ በእጅ ፡ በእሥር ፡ ወይም ፡ ቀጠሮ ፡ በመስ
ጠት ፡ በኻያ ፡ ሸጧልሃለሁ ፡ እንደሚል ፡ ነው ፡

እንቀጽ ፡ ማ።

ሰለ ፡ መሸጥና ፡ መግዛት ።

፩ሺ፩፻፬ ምዕራፍ ፡ ጎምሰ ። በእንተ ፡ ዘይጸላእ ፡ ገቢ ሮቱ ፡ ወዘየሐርመ ፡ በውስተ ፡ ተሣይጦ ። ጽሉእ ፡ ውለቱ ፡ ዘይከውን ፡ ለእስላም ፡ ፈሊጥ ፡ ማእከሰ ፡ እመት ፡ ወወልዳ ፡ ወፈድፋደሰ ፡ እምቅድመ ፡ ያብጽሕ ፡ መጠነ ፡ እካል ፡ ወፈሊጠ ፡ ገብር ፡ ወእኑሁ ፡ ወፈሊጠ ፡ ገብር ፡ ወብእሊቱ ፡ ወወልዳ ፡ ወከማሁ ፡ ሠይጦ ፡ ዘተመሰለ ፡ በግዕዝ ፡ ሀገር ፡ ለዘኢተመሰለ ፡ በግዕዝ ፡ ሀገር ፡ ዘእንበለ ፡ በሥምረተ ፡ ሥዩጥ ። ወጽሉእ ፡ ውለቱ ፡ ዘይብሉ ፡ ለዘተሣየጠ ፡ ምንተኒ ፡ በሥርዓተ ፡ ውሳኔ ፡ ዘጎርዮት ፡ ሠዐር ፡ ሄጠከ ፡ ወእነ ፡ እሠይጥ ፡ ለከ ፡ በዘይውሕድ ፡ እው ፡ በከመ ፡ ሄጠ ፡ ዘእሁ ፡ ወንዋዩ ፡ ዘእየድኔይሰ ፡ ወጽሉእ ፡ ውለቱ ፡ ለእመ ፡ ወዕእ ፡ ብእሊከመ ፡ ይሣጥ ፡ ዘይከውና ፡ ለበቀኔት ፡ ወይብሉ ፡ ካልኡ ፡ ኢትሣጥ ፡ እስከ ፡ እነ ፡ እሠይጥ ፡ ለከ ፡ በበንስተት ፡ በብዙኅ ፡ ሄጥ ። ወጽሉእ ፡ ውለቱ ፡ ተሣይጦ ፡ በመዋዕለ ፡ እሑዳት ፡ ወበበዓላተ ፡ እግዚእብሔር ፡ ወበበዓላተ ፡ እግዚእትነ ፡ ማርያም ። ወለዝንቱ ፡ ኩሉ ፡ እምከመ ፡ ተሰነአው ፡ ላዕሌሁ ፡ ተፈጸመ ፡ ተሣይጦ

፩ሺ፩፻፬ ፩ኛ ፡ ምዕራፍ ፡ መሠራቱ ፡ ስለሚጠሳና ፡ በመገበያየት ፡ ጊዜ ፡ ስለሚከሰኩሉት ፡ ይናገራል ። ለማሳዘን ፡ የሚሆን ፡ የተጠላ ፡ ነው ። ሴት ፡ ባሪያን ፡ ከልጅዋ ፡ መለየት ፡ ይልቁንም ፡ እካል ፡ መጠን ፡ ከማድረሱ ፡ እስቀድሞ ፡ ወንድ ፡ ባሪያን ፡ ከወንድሙ ፡ መለየት ፡ ወንድ ፡ ባሪያን ፡ ከሚስቱና ፡ ከልጅ ፡ መለየት ፡ የተጠላ ፡ ነው ። በሀገር ፡ ባህል ፡ (ጳጉጳ) ፡ የመሰለውን ፡ በሀገር ፡ ባህል ፡ (ጳጉጳ) ፡ ላልመሰለው ፡ በሚሸጠው ፡ ፈቃድ ፡ ካልሆነ ፡ በቀር ፡ መሸጥም ፡ እንደዚሁ ፡ ነው ። በምርጫ ፡ ውሳኔ ፡ ደንብ ፡ ማናቸውንም ፡ ነገር ፡ የገዛውን ፡ ሰው ፡ ዋጋህን ፡ እፍርስ ፡ እኔ ፡ በቀላል ፡ ዋጋ ፡ እሸጥልሃለሁ ። ወይም ፡ እንደዋጋው ፡ የእኔም ፡ ሰቃ ፡ ይሻላል ፡ የሚለው ፡ የተጠላ ፡ ነው ። ሰው ፡ ለጥቅም ፡ የሚሆነውን ፡ ለመሸጥ ፡ ቢወጣ ፡ ሌላውም ፡ እኔ ፡ ጥቂት ፡ ጥቂት ፡ እያልኩ ፡ በብዙ ፡ ዋጋ ፡ እስከሸጥልህ ፡ ድረስ ፡ እትሸጥ ፡ ቢለው ፡ የተጠላ ፡ ነው ። በእሑድ ፡ ቀን ፡ በእግዚእብሔር ፡ በዓላቶችና ፡ በእመቤታችን ፡ ማርያም ፡ በዐላቶች ፡ መገበያየት ፡ የተጠላ ፡ ነው ። በዚህ ፡ ሁሉ ፡ ከተሰማግበት ፡ መገበያየት ፡ ተፈጸመ ።

፩ሺ፩፻፮ ወጽሉእ ፡ ውለቱ ፡ ለእመ ፡ ረከበ ፡ ዘቀደመ ፡ ቁግሰ ፡ ቀራቢብ ። ወተዜያነው ፡ በእንተ ፡ ሣጡ ፡ ወተሣየጠ ፡ ኪያሁ ፡ እው ፡ እምጽእ ፡ ዘይሣየጥ ፡ ሉቱ ፡ በዘየሐጽጽ ፡ እምሣጡ ፡ ዘውለቱ ፡ ጊዜ ፡ በመካን ፡ ዘመጽእ ፡ ከመ ፡ ይሣጥ ፡ በውስተቱ ፡ ወእምከመ ፡ ተዓውቆ ፡ ሰሠያጢ ፡ በውለቱ ፡ ጊዜ ፡ ዘፈቀደ ፡ ይጎረዶ ፡ ወይሠዐር ፡ ተውሳከ ፡ ዘነገረ ፡ ሄጥ ፡ እው ፡ ሰእመ ፡ ተሣየጠ ፡ በኋላ ፡ ወሄጠ ፡ ላዕሰ ፡ ሱታፊሁ ። እመኒ ፡ ገብሩ ፡ እው ፡ ዓርከ ፡ ዘእሁ ፡ በጳ ፡ እው ፡ በዘይንእስ ፡ ይንግርዎ ፡ ዘንተ ፡ ለተሣየጠ ፡ እው ፡ ያግብእ ፡ ወይሣየጠ ፡ እምኢሆመ ፡ በወስኮ ፡ ወይንግሩ ፡ ሣጡ ፡ በውሳኔ ፡ ዘተወሰነ ፡ በጉሕሉት ። ወኩሉ ፡ ዘቦቱ ፡ ምክንያት ፡ ላዕለ ፡ ሣጥ ፡ ጽሉእ ፡ ውለቱ ፡ ወሕሩም ፡ ውለቱ ፡ ሐሳበ ፡ ሄጥ ፡ ወከሊእ ፡ ብወሕወከሊእ ፡ መፍቅዳት ፡ ከመ ፡ ይትወሰከ ፡ ሄጠ ፡ ዘእሁ ፡ ከመ ፡ ይብላኅ ፡ ዘከመ ፡ በሊዕ ፡ ወሰትይ ፡ ወልብስ ፡ ወማጎደር ፡ ወኩሉ ፡ ዘይትፈቀድ ፡ እምተገብር ።

፩ሺ፩፻፮ የቀደመ ፡ ጥቅል ፡ ጣቃ ፡ ቢያገኝ ፡ ስለ ፡ ዋጋው ፡ ቢነጋገሩና ፡ እርሱን ፡ ቢገዛው ፡ ወይም ፡ በዚያ ፡ ጊዜ ፡ ሊሸጥ ፡ በመጣበት ፡ ቦታ ፡ ከሚያወጣው ፡ ዋጋ ፡ እዋርዶ ፡ የሚገዛለት ፡ ሰው ፡ (ደላላ) ፡ ቢያመጣ ፡ በዚያ ፡ ጊዜ ፡ ይህ ፡ ለሻጭ ፡ ቢታወቀው ፡ የወደደውን ፡ ይምረጥ ። የዋጋው ፡ ንግግር ፡ ጭግሪ ፡ ይፈርሳል ። ወይም ፡ በእሥር ፡ ቢገዛው ፡ ለጓደኛው ፡ ባሪያው ፡ ወይም ፡ ወዳጁ ፡ ቢሆን ፡ በኻያ ፡ ወይም ፡ በሚያንስ ፡ ቢሸጥ ፡ ለገዥ ፡ ይህን ፡ ይንገሩት ። ወይም ፡ መልሶ ፡ ከእነርሱ ፡ በጭግሪ ፡ ይገዛው ። በተንኮል ፡ በጭግሪ ፡ የተወሰነውን ፡ ዋጋ ፡ ይንገሩ ። በዋጋ ፡ ላይ ፡ ምክንያት ፡ ያለበት ፡ ሁሉ ፡ የተጠላ ፡ ነው ። ዋጋን ፡ መገመት ፡ የሚገባውንም ፡ መከልከል ፡ ዋጋው ፡ ይጨመርና ፡ ይበዛ ፡ ዘንድ ፡ የሚሻውን ፡ መከልከልም ፡ የተከሰከለ ፡ ነው ። ይኸውም ፡ እንደመብል ፡ እንደመጠጥ ፡ እንደ ፡ ልብስ ፡ እንደግደሪያ ፡ ከሥራ ፡ ወገንም ፡ እንደሚያሻው ፡ ሁሉ ፡ ያለ ፡ ነው ።

፩ሺ፩፻፯ ምዕራፍ ፡ ሳድሰ ። ወቃልኒ ፡ ዘቀደመ ፡ ተሰናኒ

፩ሺ፩፻፯ ፩ኛ ፡ ምዕራፍ ፡ ስምምነቱ ፡ የቀደመ ፡ ነገር ፡ የተገባ

አንቀጽ : ፴፱

ምቱ : ድልው : ውለቱ : ወይዳላ : እሕጽጽ :
 ሣጥ : እው : እብዝኛቱ : እምቃል : ዘቀዳሚ ።
 ወለላመ : ኮነ : ነውር : በሥዩጥ : ያደሉ :
 ከመ ያሣጥም : በዘይውሕድ : እምኅጡ :
 ዘከመ : ተሣይጦ : ካልእ ። ወለላመ : ተሣጥእ :
 መንፈቱ : ለዘይሠይጥም : ያደሉ : ተሣይጦቱ :
 በውሕድ : ለዘተርፈ : በመጠነ : ሣጡ ። ወለ
 እመ : ተሣጥሎ : ነሉንታሁ : ተቀርቦት : ተሣ
 ያጦ : ወለላመ : ኢተሐጥሎ : ነሉንታሁ :
 ሣጥ : እትቀርቦ ። ወለላመ : ተረክቦ : በውስተ
 ማንደር : ዘተሠዮጠ : ወርቅ : ወብሩር : ዘተ
 ደፍነ : ውስተ : መካነ : ወተሠወረ : እምእግ
 ዚሉ : ወነበረ : ውስተ : መካነ : ያግባእ :
 ውለቱ : ንዋይ : ኅዘ : መላኪሁ : ዘቀዳሚ ።

፳፻፳፻ ምዕራፍ : ላብዕ : በእንተ : ድርጎ : ዘይዳርግም
 እትከውን : እማነ : ተዳርጎ : ዘእንበለ : በሥ
 ምረተ : ዳራጊ : ወተዳራጊ : ወእይትፈቀድ :
 ኅዘ : ሥምረቱ : ለዘድሩግ : ላዕሌሁ : ለእመ :
 ኢኮነ : ሉቱ : ዝነቱ : በሥምረቱ ። ወፍጻሚ
 ሁሰ : ያመጽእ : ባእሰ : ተዳራጊ : ኅዘሁ :
 እሰመ : ተዳርጎሰ : ሠናይ : ውለቱ : በተሰናእዎ
 ወፈቃድ : መጠነ : ዘዳረገ : ቦቱ ። ወእይወ
 ስነ : ዘይዳረግ : ሥምረተ : ዘይዳርጎ : ለእመ :
 እልቦቱ : በኅዘሁ : ወእመኒ : ተሰነእወ :
 ዳራጊ : ሥምረተ : ዘይዳርጎ : ያትፈጸም : በሥ
 ምረቱ : በእምጣነ : ዘዘለወ : ንዋይ : ኅዘሁ ።
 እው : ዘሠምሮ : እው : ተሰውቀ : ዘድሩግ :
 ላዕሌሁ : ዘፍጡን : እው : በዕድሜ : ትከውን :
 እማነ : ዳርጎቱ : ከማሁ : ወለላመ : ተፈጸመት :
 ዳርጎት : በሥምረት : ዘኮነ : ንዋይ : ወዕለት :
 ዳርጎት : እምርእሰ : ዳራጊ : ኅዘ : ርእሰ : ዘተ
 ዳራጊ : ላዕሌሁ ። ወለላመ : ዳረገ : ሠያጢ :
 ላዕሰ : ተሣያጢ : ብእሲ : ዘንዋይ : ወለላመ :
 እግብእ : ዘተሣየጠ : ላዕሰ : ሠያጢ : ገብእ :
 ንዋይ : ድሩግ : ኅዘ : ሠያጢ : ወለላመ : ሣጠ :
 እምኒሁ : እምኅጥ : በእንተ : ነውር : ከመ :
 እያሁሉ : ኅዘ : ተሣያጢ : መጠነ : ንዋይ :
 ድሩግ : ገብእት : ፍጻሜ : ላዕሰ : ሠያጢ ።

ሰለ : መሸጥና : መግዛት ።

ነው ። ዋጋን : ማጥደል : ወይም : ከመጀመሪያው :
 ቃል : ማብዛት : የተጠላ : ነው ። በሚሸጠው :
 ነውር : በገንዘብት : ከዋጋው : በሚያንሰ : ሊሸ
 ጡት : ያገባል ። ያኸውም : ሌላ : እንደመግ
 ዛት : ነው ። ለሚሸጡት : ነገር : እኩሌታው :
 ቢጠፋ : የቀረውን : በዋጋው : ልክ : በቅናሽ :
 ዋጋ : ሊገዙት : ያገባል ። መላው : ቢጠፋ :
 ግን : መገበያየት : ያቀራል ። መላው : ካል
 ጠፋ : ዋጋ : እይቀርም ። በተሸጠ : ቤት :
 ውስጥ : በጉድጓድ : የተቀበረ : ከኔታውም :
 የተሰወረና : በቦታው : የተቀመጠ : ወርቅ :
 ብር : ቢገኝ : ያ : ገንዘብ : ወደቀደመ : ኔታው :
 ይመለስ ።

፳፻፶፯ ፻፳፻ ምዕራፍ : ሰለሚዳርጎት : ድርጎ : ያናገራል ።
 በዳራጊና : በተዳራጊ : ፈቃድ : ካልሆነ : በቀር :
 መደራረግ : እውነተኛ : አትኮንም ። ያዘ : በፈ
 ቃዲ : ካልሆነ : በቀር : የተዳረገላት : ሰው :
 ፈቃድ : እያሻም ። መጨረሻው : ግን : ተዳራጊ
 ጠብን : ወደእርሱ : ያመጣል ። በዳረገበት : ልክ :
 በሰምምነትና : በፈቃድ : ድርጎ : ያማረ : ነውና ።
 ተዳራጊ : በእርሱ : ዘንድ : ከሌለው : የዳራጊ
 ውን : ፈቃድ : እይወስን ። ዳራጊ : የተዳራጊን :
 ፈቃድ : ቢወድ : ገንዘብ : በእርሱ : ዘንድ :
 እንደመኖሩ : መጠን : በፈቃዱ : ወይም : በወ
 ደደው : ያፈጸማል ። ወይም : የዳረጎት : ሰው :
 በፍጥነት : ወይም : በቀጠሮ : ቢታወቅ : ድርጎ :
 እንደዚሁ : እውነተኛ : ትኮናለች ። ገንዘብ :
 የሆነ : ድርጎ : በፈቃድ : ቢፈጸም : ድርጎ : ከዳ
 ራጊው : ራሱ : ወደተዳራጊ : ራሱ : ወጣ ። ሻጭ :
 ከገዥ : ሰው : ላይ : ገንዘብ : ቢዳርግ : የገዛም :
 ለሻጭ : ቢመለስ : የድርጎኛው : ገንዘብ : ወደ
 ሻጭ : ይመለሳል ። በተዳረገው : ገንዘብ : ልክ :
 በገዥ : ዘንድ : እንዳይኖር : ስለ : ነውር :
 (በነውር : ምክንያት) : ከዋጋው : ከእርሱ :
 ቢመለስም : ፍጻሜ : ወደሻጭ : ተመለሰች ።



አንቀጽ ፴፬ : ፴፬ ።

በእንተ : ተሳትፎ ።

፩ሺ፩፻፳ ለምለብጥሊባ : ዘ፲፱፱ቱ : ወጭ : ወካልእ-ኒ ። ተሳትፎሰ : ትኩውን : በቃል : ወበገቢር : ወበ ተልእኮ : ማእከለ : ነሱ : ዘይይሉ : ሥርዓቱ ። ወትኩውን : እማን : በእንተ : ነገድ : ወእስተ ሞጽእ : ወበእንተ : ነሱ : ንዋይ : ዘየጎሥሠ : ረባን : ዘእሁ : ወማእከለ : እለ : እይትኤሪዩ : በብዕል : እስመ : ንዳይ : እምኔሆሙ : ነዋ : ይፈጽም : መፍቅዶ : ዘነጥእ : እምንዋይ : በተውሳካት : እንዘ : ያስተሐምም : ውቡተ : ዕቅቡት : ወለእመ : ኮነት : ተሳትፎቶሙ : በመ ልእከት : ዘኢተዘከረ : ነበ : እይኒ : ግብር : ከዋናታ : ይእቲ : ትኩውን : ላዕል : ንዋይ : ዘሀለወ : ዘይጠረይ : እምግብር : ዘእንበለ : ርቡት : ወሀብት : ወትእዛዛት ።

፩ሺ፩፻፱ ወለእመ : ኮነት : ተሰናዶም : ማእከለ : ሱቱ ፋን : ከመ : ይኩን : ዘይበጽሖሙ : እምርብ ቶሙ : ለተሳትፎ : ማእከለ-ሆሙ : እይብእኩኩ : ውቡተ : ዝንቱ : በዘተእዘዘ : ሎሙ ። ወለእመ : ኮነት : ተሰናዶምቶሙ : ከመ : እይሠዐር : ተሳትፎቶሙ : እስከ : ጊዜ : እመር : ዕዳ : ይይ ልዎ : ለዘይሥዕራ : እቅዲሙ : ዘእንበለ : በም ከንዶት : ዘይይሉ : እስከ : ኮነ : ሥርዓተ : ተሰ ናእዎቶሙ : ዘእተፈጸመ : እው : ለእመ : ኮነ : ሱቱፍ : ዐብደ : ወዘራዋ : ንዋይ : ወዘይከውን : እምሆኩቱ : እው : እምኑሕሉቱ : ለተሳታ ፊሁ : ይይልዎ : ዕዳ : ለባሕቲቱ ።

፩ሺ፩፻፺ ወዘተሰርቀሰ : ወተዳደቆ : ጥፋእት : ወእስተ ሞዕእ : መፍቅዳት : ዘእይከውን : ድልወ : ለ፩ዱ ባሕቲቱ : እምውሉድ : ወዘመድ : ወተለቅሖ : ዝንቱሰ : ይይልዎሙ : ለክልኤሆሙ ። ወከ ማሁ : ተንጉሎተ : ንዋይ : ወረባኑ : ወእልቦ : ሱታፊ : ማእከለ : ፩ዱ : ወካልእ : በዘእጥረ ይዎ : በእፍእ : እምንዋየ : ተሳትፎ ። ወለእመ : ጠፍእ : ንዋየ : ፩ዱ : እምኔሆሙ : በባሕቲቱ : እምድጎረ : ተሳትፎ : እይይልዎ : በባሕቲቱ : እላ : ለጀሆሙ ። ወለእመኒ : ተረከበ : ሣጥ : እው : ተዓበቦ : እንተ : እምድጎረ : ውፍየት : ለ፩ዱ : ወንጉልኒ : ወረባኒ : ለጀሆሙ ። ወለ እመ : ተጎየጠ : ሱቱፍ : በንዋይ : ፍሉጥ :

አንቀጽ : ፴፬ ።

በለሽርከና : ይናገራል ።

፩ሺ፩፻፳ ከእብጥሊባ : ፲፱ : ጽ ። ከሁለተኛውም : የተ ገኘ : ነው ። ሽርከና : ግን : በቃል : በሥራ : በማገልገል : ሥርዓቱ : በሚገባ : ሁሉ : መካ ከል : ትሆናለች ። ሰለ : መንገድና : በለመዋሮ : ትርፋንም : በለሚረፈጉት : ገንዘብ : ሁሉ : በሀብት : በማይተካከሉ : መካከልም : እውነ ተኛ : ትሆናለች ። ከእነርሱ : ወገን : በመጠ በቅ : እየተጋ : ከገንዘብ : ውብጥ : ያጣ : ደጋ : በትርፋ : እነሆ : መፍቅዱን : ይፈጽማልና ። የሽርከናቸው : ሁኔታዋ : በማናቸውም : ሥራ : ያልተነገረ : በመልእክት : ብትሆን : ከሥራ : ይገኝ : ዘንድ : ባለው : ገንዘብ : ላይ : እርሷ : ትጸናለች : (ትሆናለች) : ከርቦትና : ከሀብት : ካዘዙትም : በቀር ።

፩ሺ፩፻፱ ከርቦታቸውም : የሚደርሳቸው : ገንዘብ : በመ ካከላቸው : ላለው : በምምነት : እንዲሆን : በሽርኮች : መካከል : በምምነት : ቢሆን : የታ ዘዘላቸውን : ከዚህ : ውብጥ : እያግቡ ። በምም ነታቸው : እስከታወቀ : ጊዜ : ድረስ : ሽርከ ናቸው : እንዳይረርስ : ቢሆን : የሚገባ : ምክ ንያት : ካልሆነ : በቀር : እስቀድሞ : ለሽራት : ሰው : ዕዳ : ይገባዋል ። የበምምነታቸው : ደንብ : ያልተፈጸመ : ሁኔታና ። ወይም : ሽሪኩ ለነፍና : ገንዘብ : የሚበትን : ከሰንፋናው : ወይም : ከሽሪኩ : ተንኮል : የተነሣ : ቢሆን : ለብቻው : ዕዳ : ይገባዋል ።

፩ሺ፩፻፺ የተሠረቀ : ጥፋትም : ያገኘው : ለግዳጅም : የተወጣጣ : ገንዘብ : ግን : ከልጅ : ከዘመድ : ከብድር : የተነሣ : ለእንዱ : ብቻ : ሊሆን : አይገባም ። ይህሰ : ለጅቱም : ይገባቸዋል ። የገን ዘቡ : ከሣሪና : ትርፍም : እንደዚሁ ነው ። ከሽርከናው : ገንዘብ : ውጭ : ካገኙት ገንዘብ በእንደኛውና : በሁለተኛው : መካከል : ሽር ከና : የለም ። ከሽርከና : በኋላ : ከእነርሱ : የእ ንዱ : ገንዘብ : ብቻውን : ቢጠፋ : ለሁለቱም : ነው : እንጂ : ለእንዱ : ብቻ : እይገባውም ። ለእንዱ : ከመሰጠቱ : በኋላ : የምትሆን : ዋጋና : ኪራይ : ቢገኝ : ከሣሪም : ትርፍም : ለሁለቱ : ነው ። ሽሪኩ : ገንዘቡ : በሆነ : በተ

አገቀጽ : ፴፬ =

ባለ : ሽርከና =

በኮነ : ንዋሮ : አው : ንዋዩ : ሱታፊሁ : ወረባጎ : ወገጉሉ : ሳዕለ : ማእከል =

፳፯.፩፻፲፩ ወለሌመ : ሐደሰ : ስዳ : እምሴቱፋን : ቤተ : ዘይሳተፋ : ከያሁ : ፈረቆ : ከመ : እያማሰን : አው : በተሰናዳዎ : ሱታፊሁ : ይትጎሠሃ : እስከ ፀቱ : አውራጎ : በዘለስተዋዕለ : እምንዋዩ = ወእምከመ : ተፈጸመት : ዛቲ : ዕድሜ : ወተጎሠሃ : ወእወሀቦ : ዘይደልዎ : ይኩን : በዘጎረዩ : እስከጸሁ : ለእመ : ፈቀደ : ይንበር : በጎሠጎሁ = ወለሌመ : እፈቀደ : ይንሥእ : ለቤት : እምድጎረ : እመሮ : ለመኩንን : ዘውእቱ : ይፈሲ : ሱቱ : ከፍለ : ዘይረከቦ : ለሱቱፍ : በእምጣን : ዘይደልዎ : እምነ : ዘእስተኛዕለ : እስመ : ሕግ : ያገብእ : ምልክና : ማጎደር : ለዘሐነጸ =

፳፯.፩፻፲፪ ወልቃሕያትሰ : ዘተሳትፎ : ይፍድዩ : እምኔሃ : እምቅድመ : ትሠዐር = ወተሳትፎሰ : ዘእያንቀለቅለ : አልቦ : ለ፩ዱ : እምሱቱፋን : ከመ : ያስተዋዕለ : ውስተ : ካልእ : ክፍል : ዘእንበለ : በትእዛዘ : ዘእሁ : አው : ለመፍቅድ : ዘክሠት : በትእዛዘ : መኩንን = ወዘእንበለ : ዝንቱሰ : ይደሉ : ከመ : ትኩን : ተሳትፎ : ሳዕለ : ኩሉ : ንዋይ : ወእስተዋዕለ : ለግብረ : እድ : ወኩሉ : ተገብሮ : ይከውን : ተግርዮ : አው : አፈድፍዶ : በረባጎ : ውስተ : ሥርወ : ንዋይ : ወዘተግባር : ወዝንቱኒ : በከመ : ኮነ : ተሰናዳዎቶመ : ሳዕሌሁ =

፳፯.፩፻፲፫ ወይደሉ : ከመ : ይሳተፍ : ኩሉ : ለለ፩ዱ : በኩሉ : ንዋዩ : መበ፩ዱኒ : እምንዋዩ : ወእያደሉ : ከመ : ይቁም : ሱቱፍ : ሀዩንተ : ሱታፊሁ : በንዋይ : ዘዘእሁ : ዘእንበለ : በመባሕቱ : ወለሌመ : ኮነ : ተሰናዳዎ : ከመ : ይሥራዕ : ውስተ : ንዋዩ : ተሳትፎ : ዘእንበለ : ስዳ : እመር : ዘእያደሉ : ለካልእ : ከመ : ይሥራዕ : ውስቱቱ : ዘእንበለ : በመባሕቱ =

፳፯.፩፻፲፬ ወለሌመ : ኮነ : ተሰናዳዎ : ሳዕለ : ሄቱ : አው : በጅቱ : አው : በዘይበዝጎ : ከመ : ይሥራዕ : ውስቱቱ : ይደሉ = ወለሱቱፍ : እያደልዎ : በዘይግዩጦ : ወይሠዩጦ : መበዘያሰኩዮ : እምጎጉለ : ንዋይ : አው : በእጥፍቱ : መበዘያሰኩዮ : እምተጎጎልዎ : ዳእሙ : በጥያቱ : ስምዕ =

ለዩ : ገንዘብ : ወይም : በሸረኩ : ገንዘብ : ቢገዛ : ኪሣራውና : ትርፋም : በመካከላቸው : ነው = ፳፯.፩፻፲፭ ከተሻረኩት : ሰዎች : አንዱ : ዩጋራ : ቤታቸው : እንዳይፈርስ : ፈርቶ : ወይም : በሸረኩ : ስምምነት : ቢያድስ : እስከ : አራት : ወር : ድረስ : ያወጣጣዉን : ገንዘብ : ይጠይቀው = ይችም : ቀጠሮ : ብትፈጸም : ቢፈላለገውም : የሚገባውንም : ባይሰጠው : እሠራዉ : እንደመረጠ : ይሁን = ቢወድ : በመፈላለጉ : ይቆይ = ባይወድ : ግን : ለዳኛ : ካመለከተ : በኋላ : ቤቱን : ይውሰድ = ይኸውም : ካወጣው : ገንዘብ : የሚገባውን : ያዘል : ለሸረኩ : የሚደርስ ውን : ከፍያ : የሚያደርግ : ነው = ሕግ : የቤቱን : እጅነት : (ሥልጣን) : ለሠራዉ : ይፈቅድ ለታልና =

፳፯.፩፻፲፪ የሽርከና : ብድርን : ግን : ከመሻሻሪ : አስቀድሞ : ከእርሷ : ይክፈሉ = የማይፈርስ : ሽርከና : ግን : ከሸረኮቹ : ለአንዱ : ለሌላ : ክፍል : ሊያወጣው : አይገባውም = በእርሱ : ትእዛዝ : ወይም : በዳኛ : ትእዛዝ : ለታወቀ : መፍቅድ : ካልሆነ : በቀር : ያለዚህ : ግን : በገንዘብ : ሁሉ : ሽርከና : መግባት : ለተግባረ : እድም : ማወጣጣት : ይገባል = ሥራ : ሁሉ : በገንዘብና : በሥራዉ : ዓይነት : በትክክል : ወይም : ትርፍን : በማብዛት : ይሆናል = ይኸውም : በእርሱ : ላይ : እንደተሰማመ : ነው =

፳፯.፩፻፲፫ ሁሉም : እያንዳንዱ : በገንዘብ : ሁሉ : ወይም : ከገንዘብ : በአንዱ : ሽርከና : ሊገባ : ይገባል = ሽርከና : ያለው : ያለፈቃድ : ለሸረኩ : ሊቆም : አይገባም = በሽኩርናው : ገንዘብ : ያለአንድኛው : ሊሠራ : ስምምነት : ቢኖር : ያለፈቃዱ : በገንዘብ : ሊሠራበት : እንዳይገባ : የታወቀ : ነው =

፳፯.፩፻፲፬ በ፪ : ወይም : በ፫ : ወይም : በሚበዛ : ስምምነት : ቢደረግ : ሊሠራበት : ይገባል = ሸረኩ : በሚገባውና : በሚሸጠው : በገንዘብ : ጥፋት : ወይም : በማጥፋቱ : በሚከሰውም : ገንዘብ : እርሱንም : ከተንኮልና : ከመሥረት : ከሰንፍናም : የተነሣ : በሚከሰት : ገንዘብ : ሊከፍል : አይገባውም : በምስክር : አሰረጅነት : ቢሆን : ነው : እንጂ =

አንቀጽ : ፴፭ ።

ሰለ : ማሳገድ፣ ቅጣያ ።

፩ሺ፩፻፲፭ ወለላመ : ሠዕር : ፩ዱ : እምሱተፋን : ለሱ
ታፈሁ : እምሥርዓት : ዘተፈልጠ : ወይሄሉ :
ካልሉጌ : ላዕለ : ሥርዓት : አሰዘ : ይፈልጠ :
ካልሉጌ ። ወለላመ : ሞተ : ፩ዱ : እምእዮሙ :
አው : ዐብደ : አው : ታሕተ : ምግብ : ካልሉ
አው : ተፈትሐ : ላዕለሁ : ፍትሐ : ሞት : ተሥ
ሰረት : ሱታፈ : እምኅቢሁ ።

፩ሺ፩፻፲፭ ከሸረኮች : አንድ : በመለየት : ሥርዓት :
ሽርክናውን : ቢያፈርስ : ሌላውም : ሌላው :
እስኪለየው : ድረስ : በሥርዓቱ : ይኖራል ።
ከእነርሱ : አንዱ : ቢሞት : ወይም : አእምሮ
ውን : ቢያጣ : ወይም : ከሌላው : አስተዳደር :
በታች : በሆነን : ወይም : የሞት : ፍርድ : ቢፈ
ረድቡት : ሽርክናው : ከእርሱ : ዘንድ : ትሻራ
ለች ።

፩ሺ፩፻፲፭ ወለላመ : ተፈጽመት : ሰድሟ : ተሳትፎ :
አው : በተኃዋእ : ንዋይ : ዘተሰነአው : ላዕ
ለሁ : አው : ኮነት : ተከልለ : በግብር : እም
ግብር፣ ውስቱቱ ። አው : ለእመ : ለበዩ :
ነሱ : ለለጅዱ : እምሱተፋን : አው : ለእመ
ተኅሠሃ : ፩ዱ : ለካልሉ : በከተሉ : ንዋይ : በቃለ
ሐተታ : አው : በመንበረ : ፍትሕ : አው :
ወርዘ : እምእሱ : ለለጅዱ : በአስተራብ፣
ንዋይ : በባሕተቱ : ተሥሰረት : ተሳትፎ ።

፩ሺ፩፻፲፭ የሽርክናው : ዘመን : ቢፈጸም : ወይም : በተ
ሰማሙበት : ገንዘብ : መታጣት : ወይም :
በግድ : ከሥራው : መከልከል : ብትሆንበት :
ወይም : ከሸረኮች : እያንዳንዳቸው : ሁሉም :
እንቢ : ቢሉ : ወይም : እንዱ : ሌላውን : በገን
ዘቡ : ሁሉ : በምርመራ : ቃል : ወይም : በፍ
ርድ : ሸንጎ : ቢፈላሰገው : ወይም : ከእነርሱ :
እያንዳንዱ : ገንዘቡን : ለብቻው : በማራባት :
ቢያከናውን : ሽርክና : ትፈርሳለች ።

አንቀጽ ፴፬ውኛ ።

አንቀጽ : ፴፭ ።

በእንቱ : አገብሮ : ወተኃይሎ ።

ሰለማገበርና : ስለትጣያ : ይኖራል ።

፩ሺ፩፻፲፭ አገብሮስ : ለእመ : ኮነ : ላዕለ : ከኤይ :
ሃይማኖት : ወተእመን : እምሕሊናሁ : አይ
ደሉ : ግሙራ : በከመ : ተነግረ : ውስተ : አን
ተጸ : ሰማሶት : ወዘይዘውር : ነንጌ : በእንቱ
ሃይማኖት : ወለላመ : ተተትለ : ውኦቲክ :
ሰማሶት ። ወለላመ : ድንገ : አንዘ : ማእምን :
ሰምዘ : ከዋና : ውኦቲ : ዘይሰመይ : ምእመን :
ሰምሶ : ወመዓርጉሃ : እምደኅረ : መዓርጎ :
ሰማሶት : ወቀረቦቲ : ኅዘሁ : በመጠን :
ሕማም : ዘይሮ : ወሐለሃ : በዐዋርቱ ።

፩ሺ፩፻፲፭ አገብሮስ : ሃይማኖትን : በመካድ : ላይ :
ቢሆን : ከሕሊናውም : ቢያምን : ፈጽሞ : አይ
ገባም ። በእንቀጽ : ሰማሶት : እንደተነገረ (ፍት :
ነገ : ፯፻፶፯) ። ስለሃይማኖት : ቅጣትን : የሚቀ
በል : ቢኖር : ቢሞትም : ሰማሶት : እርሱ :
ነው ። እማጌ : ሳለ : ምስክር : ሁኖ : ቢድን :
የታመነ : ምስክር : የሚባል : እርሱ : ነው ።
መዓርጉም : ከሰማሶት : መዓርግ : ቀጥሎ : ነው
ወይ : እርሱም : መቅረቡ : በተቀበለውና : ተቀ
ብሎም : ባሰበው : መከራ : ልክ : ነው ።

፩ሺ፩፻፲፭ ወለላመ : ኮነ : አገብሮ : በእንቱ : ኅዲገ :
ትእዛዝ : አው : በእንቱ : ዘይመጽእ : ሳሰሉሁ :
ለልወት : አው : ተትል : አው : ዝሙት :
ይደሉ : ከመ : ይፀር : ዘእይትፈረዘ : እም
ኒሁ : ኅጉለ : ነፍስ : ወእ : ሙሰና : ፩ዱ : አባ
ል : እምአባል : ሥጋ ።

፩ሺ፩፻፲፭ አገብሮ : ትእዛዝን : ስለማሰተው : ወይም :
በራሱ : ላይ : ስለሚመጣው : ወንጀል : ወይም :
ሞት : ወይም : ዝሙት : ቢሆን : ከእርሱ : የነ
ፍስ : ጥፋትና : ከሥጋ : ሕዋስ : አንዱን : አካል
ከማጥፋት : የተነሳ : የማይፈረውን : ሊሸከም :
ይገባል ።

፩ሺ፩፻፲፭ ወለይደሉ : ተወክሮ : ዘአንበል : ትሉግሥት :
በዐዋረ : ምንዳቤ : ዘበጽሐ : ወተዓትቦ : እምን :
ኅጉል : ለዘይትከሙሎ : ነሚእ : በቀዓት :
ዘይግፍ : ከይዮ : ወይደሉ : ከመ : ይኩን :

፩ሺ፩፻፲፭ የደረሰውን : መከራ : በመቀበል : ጊዜ : ትዕ
ግሥት : ሳይደርግ : መቀበል : እይገባም ። ከጥ
ፋት : መጠበቅም : እርሱን : ተስፋ : የሚያደር
ገውኑ : ጥቅም : ማግኘት : ለሚቻለው : ይገ

፩ሺ፩፻፲፭ ወለአመ : ሠዕር : ፩ዱ : እምሱቲፋን : ለሱ ታራሁ : እምሥርዓት : ዘተፈልጦ : ወይሄሉ : ካልኦ-ኒ : ላዕለ : ሥርዓት : እስከ : ይፈልጦ : ካልኦ-ኒ ። ወለአመ : ሞተ : ፩ዱ : እምኔዮሙ : አው : ወብደ : አው : ታሕተ : ምግብ : ካልኦ- አው : ተፈትሐ : ላዕሊሁ : ፍትሐ : ሞት : ተሥ ፊረት : ሱታራ : እምኅበሁ ።

፩ሺ፩፻፲፭ ከሸሪትች : አንዱ : በመለየት : ሥርዓት : ሽርከናውን : በያፈርሰ : ሌላውም : ሌላው : እስኪለየው : ድረስ : በሥርዓቱ : ይኖራል ። ከእነርሱ : አንዱ : ቢሞት : ወይም : እእምር ውን : በያጣ : ወይም : ከሌላው : አስተዳደር : በታች : ቢሆን : ወይም : የሞት : ፍርድ : ቢፈ ረድበት : ሽርከናው : ከእርሱ : ዘንድ : ትሻራ ለች ።

፩ሺ፩፻፲፮ ወለአመ : ተፈጽመት : ሶድሚ : ተሳትፎ : አው : በተጋጥኦ : ንዋይ : ዘተሰነአወ : ላዕ ሊሁ : አው : ኮነት : ተከልኦ : በግብር : እም ግብኛሁ : ሙስቲቱ ። አው : ለአመ : አበዩ : ነሱ : ለለ፩ዱ : እምሱቲፋን : አው : ለአመ ተኅሠፍ : ፩ዱ : ለካልኦ : በነሱ : ንዋይ : በቃለ ሐተታ : አው : በመንበረ : ፍትሕ : አው : ሠርቦ : እምእሉ : ለለ፩ዱ : በእስተራብኖ : ንዋይ : በባሕቲቱ : ተሥፊረት : ተሳትፎ ።

፩ሺ፩፻፲፮ የሽርከናው : ዘመን : ቢፈጸም : ወይም : በተ ሰማሙበት : ገንዘብ : መታጣት : ወይም : በግድ : ከሥራው : መከልከል : ብትሆንበት : ወይም : ከሸሪትች : እያንዳንዳቸው : ሁሉም : እንቢ : ቢሉ : ወይም : እንዱ : ሌላውን : በገን ዘቡ : ሁሉ : በምርመራ : ቃል : ወይም : በፍ ርድ : ሸንጎ : ቢፈላለገው : ወይም : ከእነርሱ : እያንዳንዱ : ገንዘቡን : ለብቻው : በማራባት : ቢያከናውን : ሽርከና : ትፈርሳለች ።

አንቀጽ : ፴፭ ።

አንቀጽ : ፴፭ ።

በእንተ : እገብር : ወተጋዮሎ ።

ሰለማገበርና : ሰለትጣያ : ይኖገራል ።

፩ሺ፩፻፲፯ እገብርሰ : ለአመ : ኮነ : ላዕለ : ከሌይ : ሃይማኖት : ወተእመነ : እምሕሊናሁ : እይ ደሉ : ግሙራ : በዘመ : ተነግረ : ሙስተ : እን ተጽ : ሰማዕት : ወዘይወውር : ነኮነ : በእንተ ሃይማኖት : ወለአመ : ተተትለ : ወእቲከ : ሰማዕት ። ወለአመ : ድኅነ : እንዘ : ማእምን : ሰምዐ : ከዊኖ : ወእቲ : ዘይሰመዩ : ምእመን : ሰምዐ : ወመዓርጉሂ : እምድኅረ : መዓርገ : ሰማዕት : ወቀረቦቱ : ኅበሁ : በመጠነ : ሕማም : ዘዮር : ወሕለዮ : በወዊርቱ ።

፩ሺ፩፻፲፯ እገብርሰ : ሃይማኖትን : በመከድ : ላይ : ቢሆን : ከሕሊናውም : ቢያምን : ፈጽሞ : እይ ገባም ። በአንቀጽ : ሰማዕት : እንደተነገረ (ፍት : ነገ : ፯፻፶፯) ። ሰለሃይማኖት : ቅጣትን : የሚቀ በል : ቢኖር : ቢሞትም : ሰማዕት : እርሱ : ነው ። እማኒ : ሳለ : ምስክር : ሁኖ : ቢድን : የታመነ : ምስክር : የሚባል : እርሱ : ነው ። መዓርጉም : ከሰማዕት : መዓርግ : ቀጥሎ : ነው ወይ : እርሱም : መቅረቡ : በተቀበለውና : ተቀ ብሎም : ባለበው : መከራ : ልክ : ነው ።

፩ሺ፩፻፲፰ ወለአመ : ኮነ : እገብር : በእንተ : ኅዲገ : ትእዛዝ : አው : በእንተ : ዘይመጽእ : ላዕሊሁ : ሰልወት : አው : ተትል : አው : ዘሙት : ይይሉ : ከመ : ይፀር : ዘእይትፈራዘ : እም ኔሁ : ኅጉለ : ነፍስ : ወእ : ሙስና : ፩ዱ : አባ ል : እምእባለ : ሥጋ ።

፩ሺ፩፻፲፰ እገብር : ትእዛዝን : ሰለማስተው : ወይም : በራሱ : ላይ : ሰለሚመጣው : ወንጀል : ወይም : ሞት : ወይም : ዝሙት : ቢሆን : ከእርሱ : የነ ፍስ : ጥፋትና : ከሥጋ : ሕዋስ : እንዱን : እካል ከማጥፋት : የተነሣ : የማይፈራውን : ሊሸከም : ይገባል ።

፩ሺ፩፻፲፱ ወእይይሉ : ተወከፎ : ዘእንበለ : ትሶግሥት : በወዊረ : ምንዳቤ : ዘበጽኤ : ወተዓትቦ : እምነ : ኅጉል : ለዘይትከወሎ : ነግእ : በቀዓት : ዘይግፊፎ : ከይሁ : ወይይሉ : ከመ : ይከን :

፩ሺ፩፻፲፱ የደረለውን : መከራ : በመቀበል : ጊዜ : ትዕ ግሥት : ሳያደርግ : መቀበል : እይገባም ። ከጥ ፋት : መጠበቅም : እርሱን : ተስፋ : የሚያደር ገውን : ጥቅም : ማግኘት : ለሚቻለው : ይገ

አንቀጽ : ፴፭ ።

ጽኑዕ : አው : አሠንዮት : ዘእንበለ : ተከል
አት ። ወወዋርሰ : ዘመጠነ : ሶበያ : ወናእሳ :
ለአገብሮ : አበሳ : ወተኮኔ : አገብሮሰ : ወሶል
ወቱ : ለእገባሪ : ላሶለ : ዘእገብሮ ።

ጃፂ፻፳፩ ወለእመ : አገብሮም : በቀትል : በእንተ :
ቀትል : ብእሲ : አይያልም : ተወከሮተ :
ዝንቱ : ወአለገብረ : ዝሙት : ወፈድፋይሰ :
በእንተ : አስተዋሰዕ : ሕርምት ።

ጃፂ፻፳፪ ወለእመ : አገብሮም : ለብእሲ : በእንተ :
ወይጠ : ንዋዩ : አው : ላሶለ : ተሣይጦ : ንዋዩ :
ካልኡ : አው : ከመ : የዕሰብ : ዘይመልኮ :
አው : ይትዕሰብ : ምልኮተ : ካልኡ : አው :
ከመ : ይእመኖ : ለካልኡ : በዘእኮነ : ወእቱ :
ቡንቢዑ : ወወእቱ : አንከ : ይያልም : በጎ
ርዮት : ለእመ : ፈቀይ : ይፈጽም : ወለእመ :
አፈቀይ : ይሥዕር ።

ጃፂ፻፳፫ ወአገብሮ : ትሕቢት : ለእመ : አጥፍኦ :
ገብሩ : ዘኮነ : ሎቱ : በጽልእ : ላሶሌዑኪ :
ይያሉ : ከመ : ይፍጂ : ቁመተ : አምሳሊዑ :
ዘከማዑ ። ወለእመ : ኮነ : ዘጉዮ : ይያልም :
አብጽሖቱ : አው : ይፍጂ : ፍጹሜ : ቁመት :
ዘከማዑ : ወለእመ : አብጽሖ : አምድጎሪ :
ዝንቱ : ይከውኖ : ለዘእገብሮም : በጎጠ :
ንዋዩ : ይጎረይ : እመ : ያገብእ : ዘነሥእ :
አው : ይነሥእ : ለገብረ : ቢአዑ : አው : እመ :
ይበቀዖ : ይንሣእ : ገብሮ : ወከማዑ : ለእመ :
ኮነ : ዘሜጦ : አው : ወዕዕ : ወእምዝ : ገብእ :
ኅቢዑ ።

ጃፂ፻፳፬ ወለእመኒ : ኮነ : ዘተሣየጦ : በአገብሮ : ናዑ :
አግለዞ : አው : ጉለቶ : አው : መጽወቶ :
ኪያዑ : ያለም : አግብአተ : ሜጡ : ዘከማዑ :
ወለእመኒ : አተከህሎ : ዝንቱ : ይኩን :
በከመ : ጎረዮ : ዘእገብሮም : ለእመ : ፈቀይ :
ይጽሕፍ : መጽሐፈ : ዕዳ : ላሶሌዑ : ወይለ
ብም : እስከ : ጊዜ : ይብሰል : ወይሳተፎ : በገ
ንቱ : ለፈጽሞ : ጽድቅ ። ወእመ : እኮሳ : ይከ
ውን : ሎቱ : መንፈቀ : ምልክኖ : በእምባነ :
አግብአተ : ጎጥ : ዘከማዑ ። ወለእመ : አስተ
ዋሰዞ : አው : ተዋሰዞ : ወእቱ : አይሠብር :
ጎጥ : ወይለም : ለእገባሪ : ፍጹሜ : ቁመተ :
አምሳል ።

ጃፂ፻፳፭ ወእመዕ : ዘእገብሮ : ለእግቢአ : አመት :

ሰዕ : ማሰገደድና : ትግያ ።

ባል ። ያለ ። መከልከል ። በጎ ። በግድረግ ።
ዕኑዕ ። ሊሆን ። ያገባል ። ቅጣትንና ። ፍርድን ።
መሸከምሰ ። በማሰገደድ ። ማንስና ። መሳካት ።
ልክ ። ነው ። ማሰገደድና ። ያሰገዳጅ ። ወንጀሉ ።
በእገባሪው ። ላይ ። ነው ።

ጃፂ፻፳፬ ሰውን ። ስለመግደል ። በግዳዩ ። በሰልፍ ። ጊዜ
ቢያገብሩት ። ያህን ። መቀበል ። አያገባውም ።
ዝሙት ። ለመሥራትም ። ቢሆን ። ይልቁንም ።
ስለተከለከለችው ። ጋብቻ ።

ጃፂ፻፳፭ ሰውን ። ገንዘቡን ። ለመሸጥ ። ወይም ። የሌላ
ውን ። ገንዘብ ። ለመግዛት ። ወይም ። ገንዘቡን ።
እንዲያከራይ ። ወይም ። እርሱ ። የሌላውን ። ገን
ዘብ ። እንዲከራይ ። ወይም ። በእርሱ ። ዘንድ ።
ባልሆነው ። ነገር ። ሌላውን ። እንዲያምነው ።
ቢያገብሩት ። እንግዲህ ። እርሱ ። ምርጫ ። ያገ
ባዋል ። ቢወድ ። ያፈጽም ። ባይወድ ። ያሻር ።

ጃፂ፻፳፮ ማገበር ። ዋስትና ። ነው ። በመጣሳት ። ለእ
ርሱ ። የሆነ ። ባሪያ ። ቢያጠፋ ። እንደርሱ ። የመ
ሰለውን ። መተካት ። ለእርሱ ። ያገባል ። የኮበ
ለለ ። ቢሆንም ። ሊያደርሰው ። ወይም ። እንደ
ርሱ ። ያለ ። ፍጹም ። ፃዳነትን ። ሊከፍል ። ያገ
ባዋል ። ከዚህ ። በኋላ ። ቢያደርሰው ። በገንዘቡ ።
ዋጋ ። ላገበሩት ። ሰው ። ይሆንዋል ። የወሰደውን
ቢመልስ ። ወይም ። ባሪያውን ። ሊወስደው ።
ወይም ። ከጠቀመው ። ባሪያውን ። ይወስደው ።
ዘንድ ። ያምረጥ ። የሽጠው ። ወይም ። ላሳልፎ ።
የሰጠው ። ቢሆን ። ከዚያ ። በኋላ ። ወይእርሱ ።
ቢመለስ ። እንደዚሁ ። ነው ።

ጃፂ፻፳፯ በማሰገደድ ። የነዛውን ። ባሪያ ። ነፃ ። በያወ
ጣው ። ወይም ። በጉልተው ። ወይም ። እርሱን ።
በመጸውተው ። እንደእርሱ ። ያለውን ። ዋጋ ።
ሊመልስ ። ያገባዋል ። ይህ ። ባይቻለውም ። ያገ
በሩት ። ሰው ። እንደመረጠው ። ይሁን ። ቢወ
ድ ። በእርሱ ። ላይ ። የዕዳ ። ይብዳቢ ። ይጻፍ ።
ሀብታም ። እስኪሆን ። ድረስ ። ያስተውለው ።
(ይታገሠው) ። በዚህም ። ጽድቅን ። ለመፈጸም ።
ይምሰለው ። ይህ ። ባይሆን ። ግን ። እጎይ ። እርሱ
ያለ ። ዋጋ ። በመመለሱ ። ልክ ። የገንዘብነቱ ።
እኩሌታ ። ለእርሱ ። ይሆናል ። በያገባው ።
ወይም ። እርሱ ። ቢገባው ። ዋጋ ። አይሻርም ።
ላገባሪ ። መሰሉን ። መተካት ። ተገባው ።

ጃፂ፻፳፰ የባሪያዮቱን ። ጌታ ። ከእርሱ ። እስኪገባት ።

አንቀጽ ፡ ፴፭ ።

ሰለ ፡ ግሰገደድና ፡ ቅጣያ ።

አሰከ ፡ ይጣየጣ ፡ አምኔሁ ፡ ወአምዝ ፡ አውሰበ ፡
ኪያሃ ፡ አው ፡ አስተዋሰባ ፡ ለካልአ ፡ አይሠ
ዐር ፡ ሜጥ ፡ ወደለዎ ፡ ለአገባሪ ፡ ፍጻሜ ፡ ቁመ
ተ ፡ አምሳል ። ወለአመ ፡ ሞተት ፡ በኅቤሁ ፡
ዘተጣየጣ ፡ ሎቱ ፡ በአገብሮ ፡ ዘአንበለ ፡ ተጓ
ሕልዎ ፡ ወአንክየት ፡ አመንገሌሁ ፡ አው ፡
ሄድዎ ፡ አምኔሁ ፡ አይደልዎ ፡ ዕዳ ፡ በአግብ
አተ ፡ ሜጡ ።

ድረስ ፡ ያገበረው ፡ ሰው ፡ ቢኖር ፡ ከዚህ ፡ በኋላ ፡
አርቧን ፡ ቢያገባት ፡ ወይም ፡ ለሌላ ፡ ቢያጋባት ፡
ዋጋ ፡ አይሻርም ። አገባሪውም ፡ መሰሉን ፡
መተካት ፡ ተገባው ፡ በግድ ፡ ለአርሱ ፡ የገዛት ፡
ባሪያ ፡ ያለተንኮል ፡ ክርሱ ፡ በኩል ፡ የደረሰባት
ጉዳት ፡ ሳይኖር ፡ ወይም ፡ ከአርሱ ፡ ቢቀሙት ፡
ዋጋ ፡ በሚመልስበት ፡ ጊዜ ፡ ዕዳ ፡ አይገባውም ።

፩ሺ፩፻፳፭ ወለአመ ፡ አገበርዎ ፡ ከመ ፡ ያግዕዝ ፡ ገብሮ ፡
አው ፡ ከመ ፡ ይጎልቶ ፡ አው ፡ ይመጽውቶ ፡
ሎቱ ፡ አው ፡ ከመ ፡ ያስተዋሰቦ ፡ ይኩን ፡
በከመ ፡ ጎረዮ ፡ ውእቱ ፡ ለአመ ፡ ፈቀደ ፡ ያጎ
ድግ ፡ ዘተወሰበ ፡ ሎቱ ፡ ወለአመ ፡ አፈቀደ ፡
ያግብአ ፡ ለዘአገበርዎ ፡ ሜጠ ፡ ዜአሁ ።

፩ሺ፩፻፳፭ ባሪያውን ፡ ነፃ ፡ እንዲያወጣው ፡ ወይም ፡
እንዲጎልቶው ፡ ወይም ፡ ለአርሱ ፡ እንዲመጸ
ውተው ፡ ወይም ፡ እንዲያጋባው ፡ ቢያገብሩት ፡
አርሱ ፡ እንደመረጠው ፡ ይሁን ። ቢወድ ፡ ምን
ደኛ ፡ የሆነበትን ፡ ይተውላት ፡ ባይወድ ፡ ግን ፡
ያገበሩት ፡ ሰው ፡ ዋጋውን ፡ ይቀበል ።

፩ሺ፩፻፳፮ ወዘተ፡ንደሎሰ ፡ ለአመ ፡ ኮነ ፡ ተጎደሊ ፡
ባዕሰ ፡ ይደልዎ ፡ ከመ ፡ ይፋዲ ፡ ጅተ ፡ ምክዕ
ቢተ ፡ አው ፡ ሸተ ፡ በከመ ፡ ተዘከረ ፡ በውሰተ ፡
አሪት ፡ ይደልዎ ፡ ዕዳ ፡ በዝንቱ ፡ ወለአመ ፡
ኢተክዐሎ ፡ ወተክዐሎ ፡ ከመ ፡ ይፋዲ ፡ ምክ
ዕቢተ ፡ በከመ ፡ ተነግረ ፡ በእብጥሊስ ፡ ዘሸወ
ሸቱ ፡ ይደልዎ ፡ ሎቱ ።

፩ሺ፩፻፳፮ የቅጣያሰ ፡ ነገር ፡ እንዲዘ ፡ ነው ። ቀጣኛው ፡
ባለጸጋ ፡ ቢሆን ፡ ጅ ፡ ወይም ፡ ፱ ፡ አጥፍ ፡ እድ
ርጎ ፡ ሊከፍል ፡ ይገባዋል ። በአሪት ፡ እንደተ
ነገረ ፡ በዚህ ፡ ዕዳ ፡ ይገባዋል ። (ዘፀ ፡ ፳፪ ፡ ፩) ።
በእብጥሊስ ፡ በሸሸ ፡ እንደተነገረ ፡ በአጠፊታ ፡
ሊከፍል ፡ ይገባዋል ።

፩ሺ፩፻፳፯ ወአመ ፡ እኮ ፡ ሥርዓት ፡ ትኤዝዝ ፡ ከመ ፡
ያግብአ ፡ ንዋዮ ፡ ዕጉል ፡ አምተዓጋሊ ፡ ነሉን
ታሁ ፡ አው ፡ አምዘ ፡ ተረከበ ፡ በኅቤሁ ፡ ወለ
አመ ፡ ኢተረከበ ፡ ዓይኑ ፡ ያግብአ ፡ አምሳሊሁ ፡
በመጠን ፡ ሜጡ ። ለአመ ፡ ጎረዮ ፡ ዘተወገልዎ ፡
ንዋዮ ፡ ለአመ ፡ ፈቀደ ፡ በአምጣን ፡ ሜጡ ፡ ለዘ
ተወገሉ ፡ ኪያሁ ፡ በጊዜ ፡ ትዕግልቱ ፡ አው ፡
በጊዜ ፡ ዘነሥአ ፡ ኪያሁ ፡ በጊዜ ፡ ተኳንኖ ፡ በአ
ንተአሁ ፡ አመ ፡ ተክዐሎ ፡ አምተዓጋሊ ፡ ይን
ሣእ ፡ ዋሕሰ ፡ አምዘተዓገሎ ፡ በአምጣን ፡
ፍትሕ ፡ ዘትደሉ ።

፩ሺ፩፻፳፯ ይዘም ፡ ባይሆን ፡ የተቀማውን ፡ ሰው ፡ ገንዘ
ብ ፡ ከቀማኛው ፡ ሁሉን ፡ ወይም ፡ በአርሱ ፡
ዘንድ ፡ ከተገኘው ፡ እንዲመልሱ ፡ ሕግ ፡ ታዛ
ለች ። ዓይነቱም ፡ ባይገኝ ፡ በዋጋው ፡ ልክ ፡
መሰሉን ፡ ይመልስ ። ገንዘቡን ፡ የቀሙት ፡
ሰው ፡ ቢመርጥ ፡ አርሱን ፡ በቀሙት ፡ ገንዘብ ፡
ልክ ፡ በተቀማበት ፡ ጊዜ ፡ ወይም ፡ አርሱን ፡
በወሰደ ፡ ጊዜ ፡ ሰለአርሱ ፡ በተቻለው ፡ ሰዓት ፡
ከቀማኛ ፡ በመፈራረድ ፡ ጊዜ ፡ ቢወድ ፡
በምትገባ ፡ ፍርድ ፡ ልክ ፡ ከቀማኛው ፡ ሰው ፡
ዋሰ ፡ ይቀበለው ።

፩ሺ፩፻፳፰ ወለአመ ፡ ተወለጠ ፡ ዓይኑ ፡ ዕጉል ፡ በገ
ቢረ ፡ ተዓጋሊ ፡ በከመ ፡ ዓፀድ ፡ ወገብረ ፡ ውስ
ቱታ ፡ ቢተ ፡ አው ፡ ሐጸረ ፡ ሐጸረ ፡ ሐዲሰ ፡
አመ ፡ ኮነ ፡ በዕዕ ፡ አው ፡ ሐንጸ ፡ መንበረ ፡ ባተ፡
ትክውን ፡ ሎቱ ፡ ጥሪተ ፡ ወይደልዎ ፡ ዕዳ ፡ እግ
ብአተ ፡ ሣጣ ፡ ዘከማሁ ፡ አምቅድመ ፡ ይወ
ልጣ ።

፩ሺ፩፻፳፰ የተቀማው ፡ ገንዘብ ፡ ዓይነት ፡ በቀማኛ ፡
ሥራ ፡ ቢለወጥ ፡ እንደቦታ ፡ ሁኖ ፡ በውስጡ ፡
ቤት ፡ ቢሠራ ፡ ወይም ፡ አዲስ ፡ አጥር ፡ ቢያ
ጥር ፡ በአንጨት ፡ ቢሆን ፡ ወይም ፡ ግንብ ፡
ቢሠራበት ፡ ለአርሱ ፡ ገንዘብ ፡ ትሆናለች ።
ሳይለውጣት ፡ እንደነበረው ፡ ያለ ፡ ዋጋዋን ፡
የመመለስ ፡ ዕዳ ፡ ይገባዋል ።

፩ሺ፩፻፳፱ ወአመ ፡ ኮነ ፡ አንሰሳ ፡ ወአስብሐ ፡ ኪያሃ ፡
አው ፡ ገብረ ፡ ዘመዐሮ ፡ ግብረ ፡ አድ ፡ ይደልዎ ፡
ለዘተወገልዎ ፡ ከመ ፡ ይጎረዶ ፡ ለአመ ፡ ፈቀደ ፡
ይንሣእ ፡ ሜጡ ፡ ዘአምቅድመ ፡ ተሐድሶቱ ፡

፩ሺ፩፻፳፱ እንሰሳ ፡ ቢሆንኖ ፡ ቢያሰባት ፡ ወይም ፡
ተግባረ ፡ እድ ፡ ያስተማረው ፡ ባሪያ ፡ ቢሆን ፡
የተቀማው ፡ ሰው ፡ ሲመርጥ ፡ ይገባዋል ።
ቢወድ ፡ ከመታደሱ ፡ በፊት ፡ በቀማኛ ፡ ዘንድ ፡

አንቀጽ ፡ ፴፩ ።

ቡንበ ፡ ተዓጋሊ ፡ ወለእመ ፡ ፈታደ ፡ ዘተገላ
ልዎ ፡ ይደልዎ ፡ ይንግእ ፡ ዕዳ ፡ አሰብሎተ ፡
ላሕም ፡ ወትምዕርተ ፡ ገብር ፡ ወዐ ፡ ቅቱ ፡ ናገ፡
ዘእሕ ፡ ነበ ፡ ዘተደመ ፡ ወድኅን ፡ እምን ፡ ዘላ
ዕሊሁ ፡ ወለእመ ፡ ኢተስነአወ ፡ ለከዋን ፡ ሣጥ
ያኩን ፡ በከመ ፡ ቃሉ ፡ ለዘተገላልዎ ፡ እምኔሁ ፡
ምሰለ ፡ መሐላሁ ፡ ለእመ ፡ ኢቆመ ፡ በሰምሀ ፡
ጥያቄ ።

፩ሺ፩፻፴፱ ወበቀዳሴተሰ ፡ ለዘተገላልዎ ፡ ኪያሁ ፡ እመሂ ፡
ዘዓለበ ፡ ዘእሁ ፡ እው ፡ ዘኖሬሁ ፡ እው ፡ በተ
ዋልዶ ፡ አንስሳ ፡ ይንግእ ፡ እምኔሁመ ፡ ዘተገ
ገልዎ ። ወለእመ ፡ ጠፍሀ ፡ ዘተረክበ ፡ እምኔ
ሆመ ፡ በንበ ፡ ተዓጋሊ ፡ በገሰጦቱ ፡ እው ፡ በጉ
ሕሉቱ ፡ ይደልዎ ፡ አግብኦቱ ፡ መጠነ ፡ ሣጥ ።
ወእመኒ ፡ ጠፍኦ ፡ ዘእንበለ ፡ ፈታደ ፡ ዘእሁ ፡
ኢይደልዎ ፡ ዕዳ ።

፩ሺ፩፻፴፩ ወእመኒ ፡ ኮነ ፡ ዘተገላልዎ ፡ ንዋዶ ፡ ወእቱ ፡
ይደሉ ፡ ከመ ፡ የሀቡ ፡ ምጽዋተ ፡ ለረቡን ፡
ዘእሁ ። ወዘሂ ፡ ሰጠጠ ፡ ልብሰ ፡ ካልኡ ፡
ይኖዳ ፡ ሕጻጽ ፡ ሣጥ ፡ ዘእሁ ።

ወለእመ ፡ ኮነ ፡ ዘበጠለ ፡ ከዋን ፡ በቀዳሴት ፡ ቡቱ
ግሙራ ፡ ይደልዎ ፡ የሁብ ፡ ሣጥ ፡ አምሳሊሁ ።
ወዘተገላ ፡ ልብሰ ፡ ዘዓዳ ፡ ወሰረዮ ፡ ይኩን ፡
በከመ ፡ ኅረዮ ፡ እግዚአ ፡ ለእመ ፡ ፈታደ ፡ ይን
ግእ ፡ መጠነ ፡ ሣጥ ፡ ወእመኒ ፡ ፈታደ ፡ ይን
ግእ ፡ ኪያሁ ፡ የሀብ ፡ ሣጥ ፡ ተሰርዮቱ ።

፩ሺ፩፻፴፪ ወለገብርኂ ፡ ለእመ ፡ መዘሮ ፡ ግብረ ፡ ጥም
ዓታቱ ፡ ኅብር ፡ የሀቦ ፡ ለእግዚአ ፡ ዘእዋረዮ ፡
ዘግብረ ፡ እዳ ። ወበእንተ ፡ ዝንቱ ፡ ጥሪት ፡ ዘወ
ዘቦ ፡ እመኒ ፡ እግዚአ ፡ እው ፡ ጉሉዮ ፡ እው ፡
መጽወቶ ፡ እው ፡ አስተዋስቦ ፡ ብእሲተ ፡ አል
ቡቱ ፡ ተፈልጦ ፡ በኖትሕ ፡ ማእከሊሁ ፡ መማ
እከለ ፡ ዕጉል ፡ ዘእንበለ ፡ ዳእመ ፡ ዘተገላልዎ ፡
አግብኦተ ፡ ሣጥ ፡ ወላዕለ ፡ ተዓጋሊ ፡ ነሉ ፡
ፈድዮ ፡ ሣጥ ። ወለእመ ፡ ኢተክበሎ ፡ ወሂበ ፡
ነሉ ፡ ዘተገላልዎ ፡ እመኒ ፡ ኮነ ፡ ገብረ ፡ ወእግዚአ
ወተረክበ ፡ ሎቱ ፡ መንፈታ ፡ ሣጥ ፡ ይንግእ ፡
ዘኮነ ፡ መላኪሁ ፡ ወደረትዕ ፡ ላዕለ ፡ ተዓጋሊ ፡
አግብኦቱ ፡ መጠነ ፡ ሣጥ ፡ ረባኑ ።

፩ሺ፩፻፴፫ ወለእመኒ ፡ ኮነ ፡ ዘወለወ ፡ እው ፡ መጽወቶ ፡
ሎቱ ፡ ወኢተረክበ ፡ ሣጥ ፡ እው ፡ መንፈታ ፡
ሣጥ ፡ ወዘተገላልዎ ፡ ይኩን ፡ በከመ ፡ ኅረዮ ፡

ሰለ ፡ ግሰገደዮን ፡ ቅግያ ።

የነበረ ፡ ዋጋውን ፡ ይውሰድ ። የቀሙት ፡ ሰው ፡
ቢወድ ፡ የላሙን ፡ የማለባትና ፡ የባረዮውን ፡ የመ
ማር ፡ ዋጋ ፡ ሊቀበል ፡ ይገባዋል ። ለዚህ ፡
ሁሳት ፡ መንገድ ፡ አለው ። ወደቀደመው ፡ መድ
ረስና ፡ በእርሱም ፡ ላይ ፡ ካለው ፡ መዳን ፡ ነው ።
በዋጋው ፡ ሁኔታ ፡ ባይሰማሙ ፡ በማስረጃ ፡
ምስክር ፡ ካልጸና ፡ ከመሐላው ፡ ጋር ፡ እንደተ
ቀማው ፡ ሰው ፡ ቃል ፡ ይሁን ።

፩ሺ፩፻፴፬ ጥቅሙሰ ፡ እርሱን ፡ ለቀሙት ፡ ሰው ፡ ይሁን ፡
በክራይ ፡ ወይም ፡ በኖሬው ፡ በእንስሳው ፡ መራ
ባትም ፡ ቢሆን ፡ የቀሙት ፡ ሰው ፡ ከእርሱ ፡
ይውሰድ ። ከእንርሱ ፡ የተገኘው ፡ በቀማኛው ፡
ዘንድ ፡ በሥራው ፡ ወይም ፡ በተንኮሉ ፡ ቢጠፋ ፡
በዋጋው ፡ ልክ ፡ መመለስ ፡ ይገባዋል ። ያለ
ፈታዳ ፡ ቢጠፋበት ፡ ግን ፡ ዕዳ ፡ እይገባውም ።

፩ሺ፩፻፴፭ የተቀማው ፡ ገንዘብ ፡ ቢሆን ፡ ሰእርሱ ፡
ጥቅም ፡ ምጽዋት ፡ ሊሰጡት ፡ ይገባል ። የሌላ
ውን ፡ ልብሰ ፡ የቀደደ ፡ ሰው ፡ የዋጋውን ፡ ጉድ
ለት ፡ ይከፈል ። በእርሱ ፡ ያሰው ፡ የጥቅም ፡
ሁኔታ ፡ ፈጽሞ ፡ የጠፋ ፡ ቢሆን ፡ የመሰሉን ፡
ዋጋ ፡ ሊሰጥ ፡ ይገባዋል ። ነጭ ፡ ልብሰ ፡ ቀምቶ ፡
ወስዶ ፡ ቀለም ፡ ቢያገባው ፡ ጌታው ፡ እንደመ
ረጠ ፡ ይሁን ። ቢወድ ፡ የዋጋውን ፡ ልክ ፡ ይው
ሰድ ። እርሱንም ፡ ሊወስድ ፡ ቢወድ ፡ ቀለም ፡
የገባበትን ፡ ዋጋ ፡ ይሰጥ ።

፩ሺ፩፻፴፮ ለባረዳው ፡ ቀለም ፡ የማግባት ፡ (የመንከር) ፡
ሥራ ፡ ቢያሰተምረው ፡ በእጁ ፡ ሥራ ፡ ያገኘ
ውን ፡ ገንዘብ ፡ ሰጌታው ፡ ይሰጠው ። ስለዚህ ፡
ሰለሰጠው ፡ ገንዘብም ፡ ነፃ ፡ ቢያወጣው ፡ ወይ
ም ፡ ቢጉልተው ፡ ወይም ፡ ቢመጸውተው ፡
ወይም ፡ ሚስት ፡ ቢያጋባው ፡ በእርሱና ፡ በተቀ
ማው ፡ ገንዘብ ፡ መካከል ፡ በኖርድ ፡ ልዩነት ፡
የለም ። የተቀማውን ፡ ዋጋ ፡ የሚከፍል ፡ ቢሆን
ነው ፡ እንጂ ። ለተማኛውም ፡ ሁሉ ፡ ዋጋን ፡ መክ
ፈል ፡ ይገባዋል ። የቀማውን ፡ ሁሉ ፡ መስጠት ፡
ባይቻለው ፡ ባረዳም ፡ ቢሆን ፡ ነፃ ፡ ቢያወጣው ፡
የዋጋው ፡ እኩሌታው ፡ ቢገኝለት ፡ ጌታው ፡
የሆነውን ፡ ይውሰድ ። ከቀማኛ ፡ የትርፉን ፡
ዋጋ ፡ ልክ ፡ መመለስ ፡ ይገባል ።

፩ሺ፩፻፴፯ የለወጠው ፡ ወይም ፡ የመጸውተው ፡ ቢሆን ፡
ዋጋው ፡ ወይም ፡ የዋጋው ፡ እኩሌታ ፡ ባይገኝ ፡
የቀሙት ፡ ሰው ፡ እንደመረጠ ፡ ይሁን ። ቢወድ ፡

አንቀጽ ፡ ፴፮ ።

እመ ፡ ፈቀደ ፡ ያጽሐፍ ፡ ላዕሊሁ ፡ በገንቱ ፡ መጽሐፈ ፡ ዕዳ ፡ ወየሀዞ ፡ ዕድሜ ፡ እስከ ፡ ያብ ዕል ፡ በሱታፈሁ ፡ ለዝንቱ ፡ ለፈጽጽቱ ፡ ዕድሜ ፡ እው ፡ በውሃቤ ፡ ምጽዋት ፡ ለእመ ፡ ፈቀደ ፡ ያግብእ ። ወእመኒ ፡ ኮነ ፡ ዘእስተዋ ሰቦ ፡ እው ፡ እውሰበ ፡ ስሊሁ ፡ እይራዎር ፡ ከዋን ፡ ግሃ ፡ ወይይልዎ ፡ ለተግጋሊ ፡ መጠነ ፡ ግጠ ፡ ወለእመኒ ፡ ነገላ ፡ ኪያሃ ፡ ያፋትሎ ፡ ላዕሊሁ ፡ በመጠነ ፡ ዘእጥረየ ።

ሰለ ፡ ኪራይና ፡ አከራይ ።

በዚህ ፡ የዕዳ ፡ ደብዳቤ ፡ በእርሱ ፡ ላይ ፡ ያጻፍ ። ቀጠሮውን ፡ ለመፈጸም ፡ ወይም ፡ ምጽዋት ፡ ለመስጠት ፡ በእንድንቱ ፡ ሀብታም ፡ እስኪሆን ፡ ድረስ ፡ ቢወድም ፡ ይመልሰው ። ሚስት ፡ ያጋባው ፡ ቢሆን ፡ ወይም ፡ እርሱ ፡ ቢያገባ ፡ የዋጋው ፡ ሁኔታ ፡ እይሻርም ። ለቀጣኛው ፡ በዋጋው ፡ ልክ ፡ ሊከፍል ፡ ይገባዋል ። እርሷንም ፡ ቢያወጣ ፡ ባገኘው ፡ ገንዘብ ፡ ልክ ፡ በእርሱ ፡ ይፍረዱ ።

አንቀጽ ፡ ፴፱፡፡፳፱ ።

በእንቱ ፡ ተግሰቦታት ፡ ወግሳብ ፡

፳፱.፳፻፴፱ ፡ ጠሰ ፡ ጌቱ ፡ ሃወጅቱ ፡ ሃወጌቱ ፡ መካልእ-ኒ ። ተግሰቦሰ ፡ በከዋን ፡ ግጣ ፡ ለበቀላት ፡ ወተግሰቦትን ፡ ተሰናዳዎ ፡ ያእቱ ፡ ላዕሊ ፡ በቀላት ፡ በተውላጥ ፡ በታላት ። ወዘሂ ፡ ያለዎ ፡ ያኩን ፡ መጠነ ፡ ግሃ ፡ ጊዜ ፡ ተግይሶ ፡ ያለው ፡ ከመ ፡ ያኩን ፡ ምጣኔ ፡ ግሰብ ፡ ዘዕሰቦ ፡ በእንተ ፡ ሆሎ ፡ በቀላት ፡ ዘእኮነ ፡ ሕሩመ ። ወነተሎመ ፡ ዘይ ደሎ ፡ ሥርዓተ ፡ ተግይሶ ፡ ማክከሊዎመ ፡ እይ ቀውም ፡ ዘእንበለ ፡ ዘሥምረቶመ ፡ ለተግሳቤ ፡ ወግሳብ ፡ ወይኩን ፡ ዘበቀላት ።

አንቀጽ ፡ ፴፯ ።

ሰለመከራየትና ፡ ሰለአከራይ ፡ (ሰለውሊታዎችና ሰለእዋዋይ ፡ ይናገራል ።)

፳፱.፳፻፴፯ ፡ ጠሰ ፡ ጌ ፡ ሃጅ ፡ ሃጂ ። ሁለተኛውም ፡ ማከራ የትስ ፡ በዋጋዋ ፡ ሁኔታ ፡ ለጥቅም ፡ ነው ። መከራየትም ፡ በልዋጭ ፡ ለመጠቀም ፡ በቃል ፡ መስማማት ፡ ነው ። በመገበያየት ፡ ጊዜ ፡ በዋጋው ፡ ልክ ፡ ሊሆን ፡ የሚገባው ፡ የተከሰከሰ ፡ ሰላልዎን ፡ ጥቅም ፡ ሁሉ ፡ የማከራየት ፡ ዋጋ ፡ ልክ ፡ እንዲሆን ፡ ተገባው ። በመከከላቸው ፡ የመገበያየት ፡ ሥርዓት ፡ ሊያደርጉት ፡ የሚገባቸው ፡ ሁሉ ፡ በተከራይና ፡ በአከራይ ፡ ፈቃድ ፡ ካልዎን ፡ በቀር ፡ እይጻፍም ።

፳፱.፳፻፴፰ ፡ ወለግሳብሰ ፡ ዩቱ ፡ እእምሮታት ፡ ዘይትከሀል ፡ እወፍዮቶመ ፡ እእምሮቱ ፡ በቀላት ፡ ለእመ ፡ ኮነት ፡ በለድሜ ፡ ወተግጽሜት ፡ ዘከመ ተግሰቦተ ፡ ግዕድ ፡ ለንቢሮታ ፡ ወእንሰሳ ፡ ለተጽላኖታ ፡ ያይሉ ፡ ለጠይቆተ ፡ ለድሜ ፡ ወፍኖት ። ወእመኒ ፡ ኮነ ፡ በገቢር ፡ ከመ ፡ ዘይት ሰሰብ ፡ ብእሴ ፡ ለሰፍሃ ፡ ልብሰ ፡ እው ፡ እንሰሳ ፡ ለዘዊረ ፡ ምንትኒ ፡ ያከውን ፡ ከመ ፡ ውሳኔዎ ፡ ለውእቱ ።

፳፱.፳፻፴፰ ፡ ለአከራይሰ ፡ ሁለት ፡ እውቀቶች ፡ (እስተያየቶች) ፡ እሉት ፡ ጥቅምን ፡ እውቆ ፡ እንርሱን ፡ መስጠት ፡ የሚቻል ፡ ነው ። በተወሰነ ፡ ጊዜ ፡ ወይም ፡ በሜራሽ ፡ በሆን ፡ ያኸውም ፡ በእርሷ ፡ ለመኖር ፡ ቦታን ፡ ለመሳኔን ፡ እንሰላን ፡ እንደ መከራየት ፡ ነው ። ቀኑንና ፡ መንገዱን ፡ መረዳት ፡ ይገባል ። በሥራም ፡ ቢሆን ፡ ልብሰ ፡ ለማሰፋት ፡ ሰውን ፡ ወይም ፡ ማናቸውን ፡ ለመሳኔን ፡ እንሰላን ፡ እንደተከራየ ፡ ቢሆን ፡ ውሳኔው ፡ እንደዚሁ ፡ ይሆናል ።

፳፱.፳፻፴፯ ፡ ወዘይደሉሰ ፡ ለእወፍዮታ ፡ ከመ ፡ ዘይትዕሰብ ፡ ምድረ ፡ ግብጻዊተ ፡ ለዘረእ ፡ ወይትዕወቅ ፡ ፍጻሜሃ ፡ በረውዮታ ፡ እምፈለገ ፡ ኒል ፡ ወወረደ ፡ ማይ ፡ ላዕሊሃ ፡ ወተግግሃተ ፡ ማይ ፡ እምእሃ ፡ በጊዜ ፡ ዘረእ ። ወላዕሊ ፡ ዘይትፈቀድ ፡ ወይይልዎ ፡ ለዘተዕሰብዎ ፡ ከመ ፡ ያጽሐቅ ፡ በዘይትፈቀድ ፡ ለበቀላት ፡ ዘከመ ፡ ተመርሐ ፡ ውሰተ ፡ ግዕድ ፡ ወእሰሰሎተ ፡ ዘይከልእ ፡ ከዋን፡

፳፱.፳፻፴፯ ፡ እርሷን ፡ (ቀን) ፡ ለመስጠት ፡ የሚገባሰ ፡ ዘር ፡ ለመገከራት ፡ የግብሰን ፡ ምድር ፡ እንደሚጠመን ያለ ፡ ቢሆን ፡ ነው ፡ ፍጻሜዋም ፡ ከዐባይ ፡ ውሀ ፡ በመጠጣቷ ፡ በእርሷ ፡ ላይም ፡ ውዘ ፡ በመጠራዳ ፡ ጊዜ ፡ በዘርና ፡ በሚሻውም ፡ ነገር ፡ ጊዜ ፡ ባሕረ ፡ ሸሽ ፡ በመሆንዋ ፡ ነው ። ያከራይት ፡ ሰው ፡ ለጥቅም ፡ በሚያሻው ፡ ነገር ፡ ሊተጋ ፡ ይገባዋል ። ያኸውም ፡ ቦታ ፡ ተመርቶ ፡ ገንዘ

አንቀጽ ፡ ፴፮ ፡

ሰለ ፡ ቤራዶና ፡ አከራይ ፡

በቀላዳት ፡ ለአጥርዮታት ፡ ወእንሰላት ፡ ዘመ
ፍቅድ ፡ ወዘሂ ፡ ይነሥእ ፡ ተዓሳቢ ፡ ለበቀላተ
ዚአሁ ፡ እምድገረ ፡ ተሥዕረ ፡ ተዓለቦ ፡ ይን
ሣእ ፡ ማገደቦ ፡ ዓዘቅት ፡ ወሐብለ ፡ ዚአሁ ፡
ወእያደሉ ፡ ተዓለቦተ ፡ ሕሩማት ፡ ዘከመ ፡ መሰ
ቆቅዋት ፡ ወሰብእ ፡ ሥራይ ፡ ወእዲናራት ፡
ወጠፋላሐት ፡ አሰመ ፡ ዝንቱ ፡ ረዳኤ ፡ ርዴ ፡
ውአቱ ፡

ብና ፡ የሚሻውን ፡ እንሰሳ ፡ ለማግኘት ፡ የጥቅ
ምን ፡ ሁኔታ ፡ የሚከለክለውን ፡ ማሰወገድ ፡
ነው ፡ ተከራይ ፡ ለጥቅሙ ፡ የወሰደውን ፡ የውሀ
መቅጃና ፡ ገመድ ፡ መከራየቱ ፡ ከቀረ ፡ በኋላ ፡
ይውሰድ ፡ የተከሰከሉትንም ፡ መከራየት ፡ እይ
ገባም ፡ ይኸውም ፡ እንደእስላቃሾች ፡ (እንደ
ሙሽ ፡ እውጭዎች) ፡ ሥራይ ፡ እንደሚያደ
ርጉ ፡ ሰዎች ፡ እንደ ፡ ዲናር ፡ እንደ ፡ ተመዘነ ፡
ያለ ፡ ነው ፡ ይህ ፡ ያራጣ ፡ ረዳት ፡ ነውና ፡

፩ሺ፩፻፵፯ክፍል ፡ ተዓለቦሰ ፡ እምርት ፡ እመሂ ፡ ኩለንታሃ
አው ፡ መንፈቀ ፡ ዚአሃ ፡ ወእወፍየተ ፡ በቀላዳ
ትሰ ፡ እያደልዎሙ ፡ ለሰፋዪ ፡ ወለሐፃቤ ፡ አል
ባለ ፡ ወለበዓለ ፡ እቶን ፡ ኅባዚ ፡ ወለአለ ፡ ይመስ
ልዎሙ ፡ ከመ ፡ ይገሥሡ ፡ ዓለቦሙ ፡ እምቅ
ድመ ፡ ይፈጽሙ ፡ ግብርሙ ፡ ዘእንበለ ፡ ዳእሙ
ለእመ ፡ ፈጸሙ ፡ በዝንቱ ፡

፩ሺ፩፻፵፯ ክፍል ፡ መከራየትሰ ፡ መላዋን ፡ ወይም ፡ እኩ
ሌታዋን ፡ ቢሆን ፡ የታወቀች ፡ ናት ፡ ጥቅም ፡
መስጠት ፡ ግን ፡ ለሰፊ ፡ ለልብስ ፡ እጣቢ ፡ ለእ
ንጀራ ፡ ጋጋረ ፡ እነርሱንም ፡ ለመለሱ ፡ ሥራ
ቸውን ፡ ከመፈጸማቸው ፡ በፊት ፡ ዋጋቸውን ፡
ሊጠይቁ ፡ አይገባቸውም ፡ ይህን ፡ ቢፈጽሙ ፡
ነው ፡ እንጂ ፡

፩ሺ፩፻፵፰ወለበዓለ ፡ ዓፀድ ፡ እምድገረ ፡ ተሰነአው ፡
በተዓለቦታ ፡ እመሂ ፡ ኅደሩ ፡ ባቲ ፡ አው ፡
ዘእንደሩ ፡ ባቲ ፡ ይደሉ ፡ ከመ ፡ ይትኅሠሥ ፡
ዓሰበ ፡ ጎድረታ ፡ እምእለ ፡ ተሰነአዎሙ ፡ በበፅ
ለቱ ፡ ዘእንበለ ፡ ዳእሙ ፡ ለእመ ፡ ኮነ ፡ ተሰናእ
ዎቶሙ ፡ ወአእምርቶሙ ፡ ገሃደ ፡ ይትኅሠሥ ፡
ለለወርኑ ፡

፩ሺ፩፻፵፰ ለባለቦታ ፡ በመከራየቱ፣ ፡ ከተዋዋለ ፡
በኋላ ፡ ቢያድሩባትም ፡ ወይም ፡ ባያድሩባት ፡
ከተዋዋላቸው ፡ ሰዎች ፡ ያደሩባትን ፡ ቤራይ ፡
በየቀኑ ፡ ሊፈላለግ ፡ ይገባል ፡ በየወሩ ፡ እንዲቀ
በል ፡ አውቀው ፡ በግልጽ ፡ የተሰማሙ ፡ ቢሆን ፡
ነው ፡ እንጂ ፡

፩ሺ፩፻፵፱ወተሱ ፡ በዓለ ፡ ግብረ ፡ እድ ፡ ይደልዎ ፡ እኂ
ዞቱ ፡ እመላኪሁ ፡ እስከ ፡ ይነሥእ ፡ ፅኅቶ ፡
ዘከመ ፡ ሴራዪ ፡ ወነሃቤ ፡ ብሩር ፡ ወለአመኒ ፡
ተጎጉለ ፡ በነቤሁ ፡ ዘእንበለ ፡ ተነይዮ ፡ በእን
ቲአሁ ፡ ወእ ፡ በተጓሕልዎ ፡ እያደልዎ ፡ ፅዳ ፡
አላ ፡ ይጎድግ ፡ ዓሰቦ ፡

፩ሺ፩፻፵፱ ባለተግባረ ፡ እድ ፡ ሁሉ ፡ ከገዥው ፡ ዋጋ
ዉን ፡ እስኪቀበል ፡ ድረስ ፡ ሊይዝ ፡ ይገባዋል ፡
ይኸውም ፡ እንደ ፡ ቀለም ፡ እግቢ ፡ እንደ ፡ ብር ፡
እንጥረኛ ፡ ያለ ፡ ነው ፡ ስለ ፡ እርሱ ፡ ያለ ፡ ቸል
ታና ፡ ያለተንኮል ፡ በእርሱ ፡ ዘንድ ፡ ቢጠፋም ፡
ዋጋውን ፡ ይተዉ ፡ እንጂ ፡ ፅዳ ፡ አይገባውም ፡

፩ሺ፩፻፶ወዘሂ ፡ ተዐለቦ ፡ ምንተኒ ፡ ወማሰነ ፡ በነቤሁ ፡
ወለእመ ፡ እኮነ ፡ ዘተዐሰብዎ ፡ ይወፅእ ፡ እም
ተሰናእዎ ፡ ወእኮነ ፡ ሙስናሁ ፡ በተጓሕልዎ ፡
ወእበተነይዮ ፡ እያደልዎ ፡ ፅዳ ፡ ወለእመ ፡
ኮነ ፡ ተሰናእዎ ፡ ከመ ፡ እያንድድ ፡ አላተ ፡ ወእ
ንደደ ፡ ይደልዎ ፡ ፅዳ ፡ ወከማሁ ፡ ይንሣእ ፡
ዋሕሰ ፡ መስተገብር ፡ እንበለ ፡ ይውጥን ፡ ግብረ
ቤት ፡ በረከቤ ፡ ሣሰር ፡ ወሶፅ ፡

፩ሺ፩፻፶ ማናቸውንም ፡ የተከራየ ፡ ሰው ፡ በእርሱ ፡
ዘንድ ፡ ቢጠፋ ፡ የተከራየት ፡ ከሰምምነት ፡
የወጣ ፡ ካልሆነ ፡ ጥፋቱም ፡ በተንኮልና ፡ በቸ
ልታ ፡ ካልሆነ ፡ ፅዳ ፡ አይገባውም ፡ እሳት ፡
አንዳያነድ ፡ ሰምምነት ፡ ቢሆን ፡ ቢያነድም ፡
ፅዳ ፡ ይገባዋል ፡ እንደቢሁም ፡ ሠራተኛ ፡
ሣርና ፡ እንዉት ፡ በማግኘት ፡ ቤት ፡ ሥራን ፡
ሳይጀምር ፡ ዋስ ፡ ይቀበል ፡

፩ሺ፩፻፶፩ ወለእመ ፡ እክበደ ፡ በዓለ ፡ ሐመር ፡ ያረ ፡
ሐመሩ ፡ ዘእንበለ ፡ ምክረ ፡ አብያዲሁ ፡ አው ፡
በጊዜ ፡ ዘእያደሉ ፡ አው ፡ ጎበ ፡ ሐመር ፡ እንተ ፡
እትኅኒ ፡ ይደልዎ ፡ ፅዳ ፡ ወለእመ ፡ እተነዩ ፡
እያደልዎ ፡ ፅዳ ፡

፩ሺ፩፻፶፩ ባለመርከብ ፡ ያለጓደኞቹ ፡ ምክር ፡ ወይም ፡
በማይገባ ፡ ጊዜ ፡ ወይም ፡ በማትገባ ፡ መርከብ ፡
የመርከቡን ፡ ጭነት ፡ ቢያከብድ ፡ ፅዳ ፡ ይገባ
ዋል ፡ ቸል ፡ ባይል ፡ ግን ፡ ፅዳ ፡ አይገባውም ፡

፩ሺ፩፻፶፪ ወለእመ ፡ ነሥእ ፡ ብእሲ ፡ እብነ ፡ ከመ ፡

፩ሺ፩፻፶፪ ሰው ፡ ሊሸከመው ፡ ወይም ፡ ሊጠርብ ፡ ድን

እንቀጽ፡ ጫ።

ሰል፡ ኪራይ፡ እከራይ።

ይጭሮ፡ አው፡ ከመ፡ ይጽርብ፡ ወለእመ፡ ተሰብረ፡ በሕጻጸ፡ እእምሮቱ፡ ይደልዎ፡ ዕዳ፡ አው፡ አልቦ።

ጋይ፡ ቢወሰድ፡ በሰውቀቱም፡ ጉድለት፡ በሰበር፡ ዕዳ፡ ይገባዋል። ወይም፡ አይገባውም

ጳጢያጳጳጳጳ ወለእመ፡ እማሰን፡ እንጹዋ፡ ምንተኔ፡ እምን ዘይሚጥውዎ፡ ለሐሃቤ፡ አልባሰ፡ ይደልዎ፡ ዕዳ፡ እሰመ፡ ውሉቱ፡ አርእዮ፡ በሀኪት። ወከ ማዙ፡ ዘወሀቦ፡ ጳዲ፡ ለካልኦ፡ ምንተኔ፡ ወእ ሀቀቦ፡ ወገንተኔ፡ ተንደዮ፡ ውሉቱ። ወለእመ ኮነ፡ ዘይትከሰሎ፡ ከመ፡ ይትቦእሰ፡ በእንተ፡ ዘሀለው፡ ንቤው፡ ወእተቦእሰ፡ ይደልዎ፡ ዕዳው።

ጳጢያጳጳጳጳ ለአሳቢ፡ ከሰውት፡ ልብሰ፡ አይጥ፡ ማናቸውንም፡ ዘይጠፋ፡ ሰአሳቢ፡ ዕዳ፡ ይገባዋል። በሰንፍና፡ አልጠበቀውምና። እንደዚሁም፡ አንዱ፡ ለሌላው፡ ምንም፡ ምን፡ ሰጥቶት፡ ባይጠብቀው፡ ይዞም፡ ቸልታ፡ ነው። በእርሱ፡ ዘንድ፡ ሰላለው፡ ነገር፡ መከላከል፡ ሲቻለው፡ ባይከላከል፡ ዕዳው፡ ይገባዋል።

ጳጢያጳጳጳጳ ወዘተቦሰቦ፡ ምንተኔ፡ እንዘ፡ የእምር፡ ከመ ይረከቦ፡ ሕሳም፡ ለዘተቦሰቦ፡ ኪያው፡ ወእን ገር፡ ይደልዎ፡ ዕዳው፡ ለእመ፡ አይጸመረ፡ ዐሳብ፡ ዘንተ፡ ከመ፡ ዘይንጎን፡ ወይትቦሰብ፡ ንዋየ፡ ሥጦቀ፡ አው፡ ምርንዩ፡ ሥጦረ፡ አው፡ ማዩ፡ ዘይደዋ፡ በዘይትረንዩ፡ ውሰቱቱ። ወዘይ ነጎን፡ ዓሰቦ፡ ለዐቀቦ፡ ምንተኔ፡ ይደልዎ፡ ዕዳ፡ ለእመ፡ ተንደዩ፡ ሰዐቀቦቱ።

ጳጢያጳጳጳጳ እርሱን፡ ለተከራዩ፡ ሰው፡ ጉዳት፡ እንደሚ ያገኘው፡ እያወቀ፡ ማናቸውንም፡ ነገር፡ ያከ ራዩ፡ ሰው፡ ባይነግረውም፡ ተከራዩም፡ ይህን፡ ባያውቅ፡ ዕዳ፡ ይገባዋል። ይኸውም፡ የተ ሠነጠቀ፡ ዕቃ፡ ወይም፡ የተራታ፡ ምድረ፡ በዳን፡ ወይም፡ ውኃው፡ በውሰው፡ የሚሰማ ሩትን፡ የሚያሳምመውን፡ እንደማከራዩት፡ ነው። ማናቸውንም፡ ለመጠበቅ፡ ኪራይ፡ የተ ቀበለ፡ ሰው፡ መጠበቁን፡ ቸል፡ ቢል፡ ዕዳ፡ ይገባዋል።

ጳጢያጳጳጳጳ ክፍል፡ ወይደሉ፡ ተዓሰቦተ፡ ማንደር፡ ወለ እመ፡ አተቦውቀ፡ ዘይትገበር፡ በውሰቲታ፡ በጎቦ፡ አይትገበር፡ ዘእንበለ፡ ዘይትወወቅ፡ አው፡ በዘእይብእሳ፡ ዘእንበለ፡ ለእመ፡ ተሰን አው፡ በዘቢረ፡ ዝንቱ፡ በከመ፡ ይገብሩ፡ ቤተ፡ ሰጣን፡ ወቤተ መበሰል።

ጳጢያጳጳጳጳ ክፍል፡ ቤት፡ መከራዩት፡ ይገባል። ከሚታ ወቀው፡ ወይም፡ በማይጎዳት፡ ገንዘብ፡ ካል ሆነ፡ በቀር፡ በማይሠራበት፡ በውሰጧ፡ የሚ ሠራው፡ ካልታወቀ፡ የዕጣን፡ ቤትና፡ የማብ ሰያ፡ ቤት፡ እንደሚሠሩ፡ በዚህ፡ ቢሰማሙ፡ ነው፡ እንጂ።

ጳጢያጳጳጳጳ ወይደሉ፡ ተዓሰቦተ፡ ምድር፡ ለዘራእ፡ ውሰ ቱታ፡ ይኩን፡ በከመ፡ ልማዶሙ፡ ለአለ፡ ከማሃ። ወለእመ፡ አይበዩን፡ ዘይዘርእ፡ ሰቦ፡ ይትሬጸም፡ ዕድሜ፡ ተዓሰቦ፡ ይደልዎ፡ ለቦ ሳቤ፡ ንሙገው፡ ለተዓሳቤ፡ በከሊእ፡ ሕንጻ፡ ውተኪል፡ አው፡ ከመ፡ ይሰንአው፡ ላዕለ፡ ሀል ዎተ፡ ሕንጻ፡ አው፡ ዘተክል፡ ከመ፡ ይኩን፡ ለመላኪው፡ ወምድርኒ፡ ለመላኪሃ፡ በእንተ፡ ተግደው፡ ተዓሳቤ፡ ምድረ፡ ወተሐድሶተ፡ ዓሰቦ፡ ምድር፡ አው፡ ሚጠ፡ ዘእው፡ ለዓሰቦ፡ ምድር፡ አው፡ ተዐሰቦተ፡ ካልእ፡ ዘሕንጻ፡ አው፡ ዘእትክልት።

ጳጢያጳጳጳጳ በውሰጧ፡ ዘር፡ ለመዝራት፡ ምድር፡ መጠ ሙን፡ እንደ፡ እርሷ፡ ባለ፡ ምድሮች፡ ልማድ፡ ሊሆን፡ ይገባል። የሚዘራ፡ ባይኖር፡ የመጠ ሙን፡ ወራት፡ በተራጸመ፡ ጊዜ፡ አሰጠማኝ፡ ተጠማኝን፡ ሕንፃውንና፡ ተክሉን፡ በመከልከል፡ ወይም፡ በሕንፃው፡ ወይም፡ በተክሉ፡ መኖር፡ እንዲሰማሙ፡ ሊፈለሰገው፡ ይገባዋል። ተክሉ፡ ለባለቤቱ፡ ምድርም፡ ለባለ፡ ርሰቱ፡ ትሆን፡ ዘንድ። ተጠማኝ፡ ምድርን፡ ሰለመማዛትና፡ ሰለምድሩ፡ ዋጋ፡ ወይም፡ ሰለምድሩ፡ ኪራይ፡ ዋጋ፡ መታደስ፡ ወይም፡ ሰለ፡ ሌላ፡ የሕንጻ፡ ቤት፡ ወይም፡ ሰለ፡ እትክልት፡ ዘታ፡ መከራ ዩት፡ ይኖገራል።

ጳጢያጳጳጳጳ ወብወሐሕ፡ ከመ፡ ይሚጥ፡ ሀሳቤ፡ ለተዓሳቤ፡ ዘተቦሰቦ፡ ቦቱ፡ ወትትርፍ፡ ዓሰብ፡ ዘተቦጸ ሙት፡ ላዕሊው፡ ዘይቀድሞ፡ ለተግደቦ፡ ወገ

ጳጢያጳጳጳጳ እከራይ፡ ለተከራይ፡ የተከራዩበትን፡ ሊሸጥ፡ ይገባዋል። መገበያየትን፡ የሚቀድመው፡ በእ ርሱ፡ ላይ፡ የተቀጠረችበት፡ ኪራይ፡ ትቅር።

አንቀጽ : ፴፮ :

ሕብ : ያሰንከው : ጊዜ : ተማዶሞ : ያውጦር : ተዓሰቦ ። ጠለእመ : ተወለጠ : ተዓሳቢ : ላሰለ : ዘይሣዮጥ : ይኩን : በዘመ : ንረዮ : ተዓሳቢ : በውስተ : ዓሰብ ። ወእመኒ : እያእመረ : ተማ ያጢ : በተዓሰቦ : ይኩን : በዘመ : ንረዮ : ለከ ዋን : ሳይጥ : አው : ለእብጥሎታ ።

፩፻፳፱፻፳ ወይደሉ : ተዓሰቦተ : እንሰሳ : ስተሰሰኛ : እው : ለዐዋር : በዘመ : ልማድ : ወዘከማሃ : ከማሁ ። ጠለእመ : አያጠየቀ : ዘይጼዐን : እው : ዘያዐውር : በተሰነእው : ቦቱ : በማብር : እመር : እያከውኖ : ለዘተዐሰበ : ከመ : ያወ ልጥ : ኪያው : ወእርእያው : ዘእንበለ : በእቅ ልሎ : ከበድ : እምንቤው : ከመ : ዘይትዐሰብ : እንሰሳ : ከመ : ያጼራ : መክሊተ : ጥጥ : እያ ድልዎ : ከመ : ያዕራ : መክሊተ ሐሳን : ወእ : ዘይራዳኛድ : እመጠን : ዘተወሰነ : አሳ : በዘ ቅም ።

፩፻፳፱፻፶ ወዘሂ : ተዐሰበ : እንሰሳ : በሐዋር : ፍኖት : እመር : ወዐደው : ኪያሃ : ለእመ : ንብረ : ዘንተ ያረከበ : ሶዳ : እማሰኛታ : ዘእንበለ : ዳእመ : ለእመ : እእመረ : መላኪሃ : ዘንተ : ወእከልኦ : ወለእመ : ተኅጥእ : እምዶረ : እንሰሳ : ምን ትኒ : እምዘ : ተሰነእው : ላሰሌው : ከመ : ስንቅ ወዘይመሰሎ : ያደሉ : ከመ : ይንሃእ : ዘተብ ሰበ : ዐዩንቲው : ዘእምሳለ : ዘእው : ዘእንበለ : ለእመ : ተሰነእው : በካልእ : እምዘንቲ ።

፩፻፳፱፻፶፱ ክፍል : በእንተ : ዘይውጦር : ተዓሰቦ ። ወእም ከመ : ተፈጸመት : ሶድሜ : ተዓሰቦ : በጠሰ : ወይቀውም : ሳጠ : ምሳሌ : ወከማው : ሰእመ : ኮነት : ሳጠ : ተዓሰቦ : መሰንተ : ወዘተዐሰበሰ ዓዐደ : ወረከበ : ነውረ : በውስቲታ : ዘይከ ሙን : ሕመመ : ለንዳር : ያከውኖ : ከመ : ያሥ ሀር ። ወእምከመ : ተዳደቆ : ነውር : ያይልዎ : ከመ : ያሥሀር : በጊዜ : ተዳድቆቲ : ለዘእያበ ቀሶ : ወከማው : ተረፈ : በቋሶያት : ወለእመ : ሞተ : ዐሳቢ : አው : ተዓሳቢ : ወከነ : ተሰኛ እዎታ : ምሰለ : ካልእ : ተሥሶረት : እንከ ።

፩፻፳፱፻፶፻ ክፍል : ወይደሉ : ሶሳት : ለሐናጺ : እም ድንረ : ፈጸመ : ሕንጸው : ወእመ : እከ : ያን ሃእ : ዋሕሰ ። ወይደሉ : ከመ : ያሳጥ : ሶሳተ : ዘእጥረዮ : በተንብርቲ : በክሉ : መዋዕለ : ሕይ ውቲ ። ወዝንቲ : ትእዛዝ : ያደሉ : ለሥያጢ :

ሰለ : ኪራይፍ : እከራይ ።

ነገር : ግን : በመገበያየት : መከራየት : በቀረ : ጊዜ : ያሰማሙ ። ተከራይ : በሚገዛው : ሳይ : ቢለውጥ : በኪራይ : ተከራይ : እንደመረጠ : ያውን ።

፩፻፳፱፻፷ ለመላን : ወይም : እንደልማቶ : ለማሽ ከም : እንሰሳ : መከራየት : ያገባል ። ይኸውም : እንደ : እርሷ : ያለው : እንደ : እርሱ : ነው ። የሚሚን : ወይም : የሚያሸከም : ሰው : በታወ ቀ : ሥራ : የተሰማማዘትን : ባያረጋግጥ : ሸክ ሙን : ከእርሱ : በማቅለል : ነው : እንጂ : የተ ከራየውን : ዓይንቲን : መልኩን : ሲለውጥ : አይገባውም ። የጥጥ : መክሊት : ሊያሸከማት : እንሰሳ : ተከራይቶ : የብረት : መክሊት : ወይ ም : ከተወሰነው : ልክ : የሚበዛ : ሊያሸከማት : እንደማያገባ : ነው ። በልክ : ነው : እንጂ ።

፩፻፳፱፻፷፩ የታወቀ : መንገድ : ለመሃድ : እንሰሳን : የተከራየ : ሰው : ከዘያም : በያልፍ : ያህን : በያደርግ : ባለቤቱ : ያህን : እውቆ : ባይከሰክ ለው : ነው : እንጂ : እርሷን : የማጥፋት : ሶዳ : ያገኘዋል ። ከእንሰሳው : ጭነት : ከተሰማሙ በት : እንደሰንቅና : እንደመሰለው : ያለ : እን ዳች : ነገር : ቢጠፋ : የተከራየው : ስለእርሱ : ፈንታ : በመሰሉ : ሲቀበል : ያገባዋል ። ከዚህ : በሌላ : የተሰማሙ : ካልሆነ : በቀር ።

፩፻፳፱፻፷፪ ክፍል : መከራየት : ስለሚቀርበት : ያናገራል ። የመከራየት : ቀጠር : ከተፈጸመች : ዘንድ : ፈረሰ : የመሰለውም : ዋጋ : ያተካል ። የመከ ራየት : ዋጋ : መጥፎ : ብትሆን : እንደዚሁ : ነው : ቦታ : የተከራየ : ሰው : ግን : ለማደር : ጥፋት : የሚሆን : ነውር : በውስጡ : በያገኝ ባት : ሊያፈርስ : ያገባዋል ። ድንገት : ነውር : ቢያገኘው : ነውር : ድንገት : ባገኘው : ጊዜ : የማይጠቅመውን : ሊያፈርስ : ያገባዋል ። የጥ ቅሙም : ትርፍ : እንደዚሁ : ነው ። እከራይ : ወይም : ተከራይ : በሞት : ስምምነቲ : ከሌ ላው : ጋር : በሆን : እንግዶዘ : ተሻረች ።

፩፻፳፱፻፷፫ ክፍል : ሥራውን : ከፈጸመ : በኋላ : ሰእናጺ : ዋጋው : ያገባዋል ። ያህም : ባይሆን : ዋስ : ያተከለ : ባለ : ዘመኑ : ዑሉ : በሥራው : ያገኘ ውን : ገንዘብ : ሊሸጥ : ያገባዋል ። ያለ : ትእ ዛዝ : ለሻጭም : ለገሻም : ያገባል ። ያልሆራ

አንቀጽ ፡ ፴፮ ።

ወላተሣያጢ ፡ ወለእመ ፡ ሣጢ ፡ ዘእንበለ ፡ ሰሣቲ ፡ ዘእገብረ ፡ ወእእመረ ፡ ተሣያጢ ፡ ደደልዎ ፡ እበሳ ፡ ሎቲ ፡ ወእመሰ ፡ እያእመረ ፡ እልቡቲ ፡ ሶዳ ፡ ሳሶሌሁ ፡ ለዘተሣየጦ ፡ ዘከመ ፡ እንሰሳ ፡ ወበቅል ፡ ወበግሶ ፡ ወዘይመሰልዎሙ ፡ ለእሉ ፡ እንሰሳት ፡ እው ፡ ንዋያት ፡ ወባሕቲ ፡ ደኩን ፡ ዘይሠይጥ ፡ ወዘይሣየጥ ፡ በእእምሮተ ፡ ሰማሶት ፡ ማእምራን ።

፩ሺ፩፻፶፪ ከፍል ፡ ወለእመ ፡ ጠፍእ ፡ ሶሤቲ ፡ ለመስተ ገብር ፡ እምድኅረ ፡ ጸመው ፡ ብዙኅ ፡ መዋሶለ ፡ ወለእመ ፡ ተረከበ ፡ ቦቲ ፡ ነውር ፡ ዘእይደሉ ፡ ደደሉ ፡ ሎቲ ፡ ሶሤተ ፡ ጸምዎቲ ፡ ዘከመ ፡ ተወሰነ ፡ በዓቅም ፡ በእምጣነ ፡ ደለውዎ ፡ ወሶሤትሰ ፡ ለእመ ፡ ተእመነት ፡ ወቆመት ፡ ቆመተ ፡ እምሳል ። ወከማሁ ፡ ለእመ ፡ ኮነት ፡ ሶሤት ፡ ጥፍእተ ፡ እምነ ፡ ዘከልእ ፡ ዓሰበ ፡ ዓፀድ ፡ ወተረከበ ፡ ባቲ ፡ ነውር ፡ ዘእይነኪ ፡ በማኅደር ፡ ውእቲ ፡ ጥፍእ ፡ ለእመኒ ፡ ተረከበ ፡ ቦቲ ፡ ነውር ፡ ውእቲ ፡ ጥፍእ ፡ እይሣኒ ፡ ወከማሁ ፡ ተረፈ ፡ በቋሶያት ። ወለእመ ፡ ሞተ ፡ በሳበ ፡ እው ፡ ተዓሳበ ፡ ወኮነ ፡ ተሰናዶታ ፡ ምሰለ ፡ ካልእ ፡ ተሥሶረት ፡ እንከ ።

፩ሺ፩፻፶፫ ወዘሂ ፡ ተዓሰበ ፡ ዓፀደ ፡ ለለኮሉ ፡ እውራጎ ፡ በዲናር ፡ ወእያእመረ ፡ ጉልቄ ፡ ነሎን ፡ እውራጎ ፡ ደከውኖ ፡ ለተዓሳበ ፡ እምድኅረ ፡ ፩ዱ ፡ ወርኅ ፡ ከመ ፡ ያብጥል ፡ ሥርዓተ ፡ ተዓሰበ ። ወይደሉ ፡ ሥርዓተ ፡ ኅሬ ፡ በተዓሰበ ፡ መዋሶለ ፡ እመረ ፡ ወእብጥሎታሂ ፡ ወለእመኒ ፡ ተኅደደ ፡ ንዋይ ፡ ዘተሰብሰዎ ፡ እው ፡ ተዳደቆ ፡ ዘይከልእ ፡ ከዋነ ፡ በቀሜት ፡ ቦቲ ፡ ደሠዐር ፡ ዓሰብ ፡ እምነ ፡ ተዓሳበ ፡ በተረፈ ፡ ስድሚው ፡ ዘየንተ ፡ ዘኅለፈ ፡ እምነፕ ፡ ዘእንበለ ፡ ዳእመ ፡ ለእመ ፡ እግብእ ፡ እምነው ፡ በከመ ፡ ውእቲ ፡ ጊዜ ። ወምክንያት ፡ ከሠት ፡ ያብጥሎ ፡ ለተዓሳበ ፡ ዘተርፈ ፡ እምነ ፡ ዘኅለፈ ፡ ወነሎሙ ፡ ደገብእ ፡ ኅበ ፡ ተከልእ ፡ እምበቀሜት ፡ ዘእንበለ ፡ ኅርሃት ።

፩ሺ፩፻፶፬ ወዘእንተ ፡ ተዓሰበከ ፡ ለእመ ፡ ተወሰበ ፡ ዓፀደ ፡ በሶድሚ ፡ ወእምዝ ፡ እኅዝዎ ፡ በሶዳ ፡ እምቅድመ ፡ ፍጽሜሃ ፡ ወለእመ ፡ እልቡቲ ፡ ዘእንበለ ፡ ሣጢ ፡ ዘእሃ ፡ ደዳዲ ፡ ኪያው ፡ እው ፡ ለእመ ፡ እግዐዞ ፡ ለዘተሰበ ፡ እው ፡ ጉለቶ ፡ እው ፡ መጽወተ ፡ ቦቲ ፡ ወዘሂ ፡ ጉጉእ ፡ በእ

ሰለ ፡ ኪራይ ፡ እከራይ ።

ውን ፡ ያለዋጋው ፡ ቢሸጥ ፡ ገሻም ፡ ቢያውቅ ፡ ሶዳ ፡ የለበትም ። ደኸውም ፡ እንደ ፡ እንሰሳ ፡ እንደ ፡ በቅሎ ፡ እንደ ፡ በግ ፡ እኒዘንም ፡ እንሰሳት ፡ እንደሚመሰሏቸው ፡ ወይም ፡ እንደ ፡ ገንዘብ ፡ ያለ ፡ ቢሆን ፡ ነው ። ነገር ፡ ግን ፡ የሚሸጥም ፡ የሚገዛም ፡ በሚያውቁ ፡ ምስክሮች ፡ አሰረጅነት ፡ ይሁን ።

፩ሺ፩፻፶፪ ከፍል ፡ ብዙ ፡ ቀን ፡ ከደከመ ፡ በኋላ ፡ የሠራተኛ ፡ ደመወዝ ፡ ቢጠፋ ፡ የማይገባም ፡ ነውር ፡ ቢገኝበት ፡ በገመቱት ፡ ልክ ፡ እንደተወሰነው ፡ መጠን ፡ የድካሙ ፡ ዋጋ ፡ ይገባዋል ። ዋጋስ ፡ ብትታመንና ፡ እምሳያውን ፡ በመተካት ፡ ብትጸና ፡ ነው ። እንደዚሁም ፡ ዋጋ ፡ ከሌላው ፡ ቤት ፡ ዋጋ ፡ የጠፋች ፡ ብትሆን ፡ በቤተም ፡ የማይገዳ ፡ ነውር ፡ ቢገኝበት ፡ ጥፋ ፡ ነው ። ነውር ፡ ቢገኝበትም ፡ ያ ፡ ጥፋው ፡ እያምርም ። የጥቅሙም ፡ ትርፍ ፡ እንደዚሁ ፡ ነው ። እከራይ ፡ ወይም ፡ ተከራይ ፡ ቢሞት ፡ በእርሷ ፡ መስማማቲ ፡ ከሌላው ፡ ጋር ፡ ቢሆን ፡ እንግዲዘ ፡ ፈረሰች ።

፩ሺ፩፻፶፫ በየወሩ ፡ ሁሉ ፡ በዲናር ፡ ቦታ ፡ የተከራየ ፡ የወርቹን ፡ ሁሉ ፡ ቁጥር ፡ ባያውቅ ፡ ካንድ ፡ ወር ፡ በኋላ ፡ ለተከራይ ፡ የከራይን ፡ ውል ፡ ሊያፈርስ ፡ ይገባዋል ። በታወቀ ፡ ቀን ፡ በመከራየት በማፍረስ ፡ የምርጫ ፡ ደንብ ፡ ይገባል ። የተከራየት ፡ ገንዘብም ፡ ቢዘረፍ ፡ ወይም ፡ በእርሱ ፡ ያለውን ፡ የጥቅሙን ፡ ሁኔታ ፡ የማክለክል ፡ ድንገተኛ ፡ እደጋ ፡ በገጥመው ፡ ከእርሷ ፡ ለላለፈው ፡ በቀጠሮው ፡ መቅረት ፡ (ማለፍ) ፡ ኪራይ ፡ ከተከራይ ፡ ይቀራል ። እንደዚያው ፡ ጊዜ ፡ ከእርሱ ፡ (ውሉን) ፡ በመልሱ ፡ ነው ፡ እንጂ ። የታወቀ ፡ ምክንያት ፡ ካለፈው ፡ በቀረው ፡ ተከራይን ፡ ያስቀረዋል ። ሁሉም ፡ ያለምርጫ ፡ ከጥቅም ፡ ወይ ፡ መከልከል ፡ ይመለሳሉ ።

፩ሺ፩፻፶፬ ሰለመከራየትሰ ፡ በቀጠሮ ፡ (በውሳኔ) ቦታ ፡ ቢከራይ ፡ ከዘያ ፡ በኋላ ፡ ከመፈጸሚ ፡ በራት ፡ በሶዳ ፡ ቢያዝ ፡ ከዋጋውም ፡ በቀር ፡ ባይኖረው ፡ እርሱን ፡ ይክፈል ። ወይም ፡ ነፃ ፡ በያወጣው ፡ ወይም ፡ ቢጉልተው ፡ ወይም ፡ በመጸውተው ፡ ሰለእርሱም ፡ ቢቸኩል ፡ ይመልሰው ። በራሱ ፡

አንቀጽ ፡ ፵፮ ።

ሰለ ፡ ኪራይና ፡ አከራይ ።

ንቲአሁ ፡ ምብላ ፡ ወዘሂ ፡ ጉዮ ፡ እምተዓሰ
ቦተ ፡ ርእሱ ፡ እው ፡ እምተዓሰቦተ ፡ ንዋይ ፡
ክቡድ ፡ ዘጉዮ ፡ ወእምከመ ፡ ርክበ ፡ ተዓሳቢ ፡
ይደልዎ ፡ ከመ ፡ ይትጎሠዎ ፡ ወይደልዎ ፡ ከመ ፡
ይሂጥ ፡ እምእንሰሳሁ ፡ ወይክፍል ፡ ላዕሌሃ ፡
በትእዛዛ ፡ መኩንን ፡ ወያስተዋዕለ ፡ ኪያሃ ፡
በእንተ ፡ ልቃሕ ፡ ዘላዕሌሁ ፡ በቅድመ ፡ ሰማ
ሶት ።

ከመከራየት ፡ የሸሸ ፡ ወይም ፡ ከከባድ ፡ ገንዘብ ፡
መከራየት ፡ የተነሳ ፡ የሸሸ ፡ ተከራይን ፡ እከራይ
ቢያገኘው ፡ ሊፈላለገው ፡ ይገባዋል ። ከእንሰሳ
ዎቹም ፡ ሽጦ ፡ በዳኛ ፡ ትእዛዝ ፡ ሊከፍል ፡ ይገ
ባዋል ። በምስክር ፡ ፊት ፡ በእርሱ ፡ ላይ ፡ ሰላ
ለው ፡ ብድር ፡ እርሷን ፡ ያወጣጣት ።

፩ሺ፩፻፶፭ ወዘእንተሰ ፡ ተዓሳቢ ፡ እመቦ ፡ ዘተሰሰበ ፡
ዓፀደ ፡ ከመ ፡ ይኅድር ፡ ውስቴታ ፡ ወእጎዘ ፡
ይንግድ ፡ እው ፡ ተዐሰበ ፡ እንሰሳ ፡ ከመ ፡ ይን
ግድ ፡ ባቲ ፡ ወእዕርዐ ፡ ንግደቶ ፡ እው ፡ ተዐ
ሰበ ፡ ቤተ ፡ ዘይሠደጥ ፡ ቦቱ ፡ ወይሳየጥ ፡ ወጠ
ፍእ ፡ ንዋይ ። ወሕፃንኒ ፡ ለእመ ፡ ሞተ ፡ እም
ድኅረ ፡ ተሰናእዎ ፡ በተዓሰቦ ፡ ለእጥብዎቱ ፡
እው ፡ እበየ ፡ ጠቢወ ፡ እው ፡ ብእሲት ፡ ለእመ ፡
እበየት ፡ እጥብዎቶ ።

፩ሺ፩፻፶፭ ሰለተከራይሰ ፡ እንዲህ ፡ ነው ። በውስጧ ፡
ሲያድር ፡ ቦታ ፡ የተከራየ ፡ ቢኖር ፡ ሊነግድባ
ትም ፡ ቢገምር ፡ ወይም ፡ ይነግድባት ፡ ዘንድ ፡
እንሰሳ ፡ ቢከራይ ፡ ንግዳንም ፡ ቢተወው ፡
ወይም ፡ የሚሸጥበትና ፡ የሚገዛበት ፡ ቤት ፡
ቢከራይ ፡ ገንዘቡም ፡ ቢጠፋ ፡ ሊያጠቡት ፡ በኪ
ራይ ፡ ስምምነት ፡ ካደረጉ ፡ በኋላ ፡ ሕፃኑ ፡
ቢሞት ፡ ወይም ፡ አልጠባም ፡ ቢል ፡ ወይም ፡
ሴትዮዋ ፡ ማጥባቱን ፡ እንዘ ፡ ብትል ፡ ስምም
ነቱ ፡ ይቀራል ።

፩ሺ፩፻፶፮ ክፍል ፡ ወቦቱ ፡ ጉልቂ ፡ ጸዋትው ፡ ወይደ
ልዎ ፡ ለተዓሳቢ ፡ ከመ ፡ የዘበ ፡ ለዓሳብ ፡ በእ
ምጣነ ፡ ዓስቡ ፡ ዘተዐሰበ ፡ ቦቱ ፡ ወእብዝኖሰ ፡
ወእሕጽጽ ፡ እምከመ ፡ ተሰነእው ፡ ከመ ፡ ኢይእ
በይ ፡ ይኩን ፡ ከማሁ ። ወለእመ ፡ እንበረ ፡ ፩ዱ ፡
ብእሲ ፡ ተሐባዩ ፡ ምንተኒ ፡ በእንተ ፡ ንዋይ ፡
በበይነ ፡ ረኃብ ፡ ወእምዘ ፡ ተሴሰየ ፡ ወእምዘ ፡
እምድኅረ ፡ ዓመት ፡ ኮነ ፡ ጽጋብ ፡ እሰመ ፡
ውእቱ ፡ ይገብእ ፡ ወይነሥእ ፡ ዘእንበረ ፡ ወእ
መኒ ፡ መጽእ ፡ ረኃብ ፡ በደኃሪ ፡ ዓመት ፡ ይኅ
ድግ ፡ በውስቴታ ፡ ካለበ ።

፩ሺ፩፻፶፮ ክፍል ፡ የወገኖች ፡ ቁጥር ፡ እለበት ። ቀጣሪ ፡
ለተቀጣሪ ፡ በደመወዙ ፡ ልክ ፡ የተቀጠረበትን ፡
ሊሰጠው ፡ ይገባዋል ። ማብሳትና ፡ ማሳኔሰ ፡
ከተሰማማ ፡ እንቢ ፡ እንዳይል ፡ እንደዚሁ ፡
ይሁን ። እንድ ፡ ሰው ፡ በረኃብ ፡ ምክንያት ፡
ሰለገንዘብ ፡ ማናቸውንም ፡ ዋሰ ፡ ቢጠራ ፡ ከዚ
ህም ፡ በኋላ ፡ ቢበላ ፡ ከዚያም ፡ በኋላ ፡ ጥጋብ ፡
ቢሆን ፡ ተመልሶ ፡ ያኖረውን ፡ ይቀበል ። በሁ
ለተኛውም ፡ ዓመት ፡ ረኃብ ፡ ቢመጣ ፡ ደግሞ ፡
በውስጧ ፡ ይተው ።

፩ሺ፩፻፶፯ ወዘተሐበየ ፡ በምንትኒ ፡ እምንዋይ ፡ አል
ቦቱ ፡ ዕዳ ፡ በዘይከውን ፡ ላዕለ ፡ ፍራያት ፡ እመ
ዓተ ፡ እግዚአብሔር ፡ ዘያማሰን ፡ እላ ፡ ዘይደል
ዎለ ፡ ለዳ ፡ በዘኮነ ፡ ማእከላየ ፡ እምነ ፡ ዝንቱ ፡
ወተሐባዩሰ ፡ በዘይከፍሎ ፡ ለካልእ ፡ ወይእ
ኅዘ ፡ ለዳ ፡ በንዋየ ፡ ተሳትፎ ፡ ከመ ፡ ይከፍሎ ፡
በረባኅኒ ፡ ወበኅጉልኒ ። ወለእመ ፡ ኅደገ ፡
ተሐባዩ ፡ ለዓፀድ ፡ እንተ ፡ ተሐበየ ፡ ኪያሃ ፡
ዘእንበለ ፡ ምክንያት ፡ እምቅድመ ፡ ፍጻሜ ፡
ለድሜ ፡ ይነብር ፡ ውእቱ ፡ በተሐብዮ ፡ እስከ ፡
ተፍጻሜተ ፡ ዕድሜሁ ። ወለእመ ፡ ኮነ ፡ ተሰና
እዎ ፡ ከመ ፡ ይሠየም ፡ በዓለ ፡ ግብረ ፡ እድ ፡
ንሕነ ፡ ነኅሥሥ ፡ ተሠደሞተ ፡ ብእሲ ፡ ኔር ፡
ለዝንቱ ።

፩ሺ፩፻፶፯ ከገንዘብ ፡ በማናቸውም ፡ የተዋሰ ፡ ሰው ፡
እጥፊ ፡ ከሆነው ፡ ከእግዚአብሔር ፡ መዓት ፡
የተነሣ ፡ በፍሬ ፡ ላይ ፡ በሚሆነው ፡ ዕዳ ፡ የለ
በትም ። ዕዳ ፡ የሚገባውሰ ፡ ከዚህ ፡ እማካይ ፡
በሆነ ፡ ነገር ፡ ነው ፡ እንጂ ። ለሌላው ፡ በሚከ
ፍለው ፡ ገንዘብ ፡ የተዋሰሰ ፡ በትርፍ ፡ በኪሣ
ራም ፡ ይከፍለው ፡ ዘንድ ፡ በእንድነት ፡ ገንዘብ ፡
ዕዳ ፡ ይይዘዋል ። ተጠማኝ ፡ ከቀጠሮ ፡ ፍጻሜ ፡
በፊት ፡ ያለምክንያት ፡ እርስዎን ፡ የተጠመና
ትን ፡ ቦታ ፡ ቢተዋት ፡ እስከ ፡ ቀጠሮ ፡ ፍጻሜ ፡
ድረስ ፡ በተከራይነቱ ፡ ይኖራል ። ባለተግባር ፡
እድ ፡ እንዲሾም ፡ ስምምነት ፡ ቢሆን ፡ እኛ ፡
ለዚህ ፡ የደግ ፡ ሰው ፡ መሾምን ፡ እንሻለን ።

አንቀጽ : ፵፱ ።

ሰለ : መንገዶችና : ሰለ : ዘቅ : ሥራ ።

፩ሺ፩፻፶፰ ወለእመ : ተዐሰቡ : ስብእ : መካነ : ወእምዝ : ተኅዮኡ : እስከ : ዕድሜ : ዓመታት : ወእያስተሐመመ : በዘይትፈቀድ : ለመካነ : አምጠራረ : ጠፈር : ወዘይመስሎ : ወዝንቱ : ብወሕ : ለዘመጽእ : ለዕሊዉ : ዘከመዝ : ግብር ከመ : ያብጽኡ : ዐበይተ : ስብእ : ወያስተጽንዕ : በቅድሚያዎመ : ዘተገብረ : በዘየ : ወእምዝ : ያግበር : ዘፈቀደ ። ወለእመ : አንቀልቀለ : መካነ : እምድልቅልቅ : ዕዳዉ : ለዝንቱ : ላዕለ : በዓለ : መካነ ።

፩ሺ፩፻፶፱ ወተዓሰቦስ : ይከውን : እስከ : ተጽግሜተ : ሕይወቱ : ስተዓሳቢ : አው : እስከ : ዕድሜ : ዙተስነአወ : ላዕሊዉ : ስብእ : ተስናእም : ዘእየዐዳ : እምዛ : ዓም ። ወእያከውኖመ : ለሥዩማን : ወለአለአዎመ : ከመ : ያትብስቦ : አው : ከመ : የእንዙ : ምንተነ : እ : ለርእሶመ : ወእለካልአን : ዘይትሚያን : ቦቱ : ዘእንበለ : በተሣይሶ : በምሳሌ : ወያንሥኡ : ዘንተ : እምእደዋዎመ : ወይፍደዩ : ሣጠ : እምግንቱ : እስከ : ፍጻሜዉ ።

፩ሺ፩፻፷ ወዘኮነረ : እመካናት : ዐበይት : አይደልዎ : ከመ : የዐብ : ጸባሕተ : ዘላለሊዉ ። ወብወሕ : ከመ : ያሚጥ : ምንተነ : አምዓስቦ : ዜአዉ : አምድጎረ : ነገረ : ለሊት : ግብር : ለሚጥ : በቅድመ : ኤጲስቆጶሳት : ወዲያቆናት : ወመዓርጎ : ካዘናት : ወያንብፍ : ወንጌለ : አምላካዌ : በቅድሚያዎመ ። ወለእመ : አተከሥተ : በዐየ : በካልእ : ገጽ : ዘያንሥኡ : አምኔዑ : ጸባሕተ : ናዉ : ብወሕ : ሣጠ : ተዓስቦቱ : በእይ : መላኪ : ዜአዉ : ወእምዝ : የዐብ : ለጸባሕት : ሣጠ : ስዙተሣየሶ : ወይኩን : ዝንቱ : ነሉ : በቅድመ : ሰማዕት ።

፩ሺ፩፻፶፰ ሰዎች : ቦታ : በከራዩ : ከዚያም : በኋላ : እስከ : ብዙ : ዘመን : ዕድሜ : በታወ : ጠፈሩንና : የመስለውንም : ከመሥራት : ለቦታው : በሚያስፈልገው : ነገር : ባይተን : አንዲዞ : ያለ : ሥራ : በራሱ : ላይ : ለሚመጣበት : ሰው : ደጋግ : ሰዎች : አምጥቶ : ከዚያ : የተደረገውን : በፈታቸው : ሊያጸና : ያገባዋል ። ከዚያም : በኋላ : የወይደውን : ያደርገው ። ከመንቀጥቀጥ የተነሣ : ቦታው : በነዋወጥ : ዕዳው : በባሰቦታው : ላይ : ነው ።

፩ሺ፩፻፶፱ መከራየትስ : እስከ : ተከራይ : የሕይወት : ፍጻሜ : ድረስ : ወይም : ከሕፃን : ዓመት : የማይበልጥ : የውል : ሰዎች : እስከተሰማሙበት : ቀጠር : ድረስ : ይዘናል ። ለሹማዎትና : ለሌሊዎቻቸውም : ሊከራዩ : ወይም : ለራሳቸውና : ለሌሎች : በተመሳሳይ : በመግዛት : ካልዘና : በቀር : የሚተነኩበትን : ማናቸውንም : ሊይዙ : አይገባቸውም ። ይዘንንም : ከእጃቸው : ይቀበሉ ። ዋጋዉንም : ከመጀመሪያው : እስከ : መጨረሻው : ይክፈሉ ።

፩ሺ፩፻፷ ከታላላቆች : ዞታዎች : የዘንወም : በእርሱ : ላይ : ያለውን : ግብር : ሊሰጥ : አይገባውም ። በኤጲስቆጶሳትና : በዲያቆናት : የክዘንትም : መዓርግ : ባላቸው : ሰዎች : ፊት : የዋጋዉን : ሥራ : (ልክ) : ለዳኛ : ከነገረ : በኋላ : ከስብሉ : ማናቸውንም : ሊሸጥ : መብት : አለው ። አምላካዌ : ወንጌልንም : በፈታቸው : ያስቀምጡ ። በዚያም : በሌላ : ዓይነት : ከእርሱ : ግብርን : የሚቀበሉበት : ባይገለጽ : የመከራየቱ : ዋጋ : እነሆ : ባለ : ዐብቱ : እጅ : ያገባል ። ከዚያ : በኋላ : የሸጠበትን : ዋጋ : ለግብር : ያስጥ ። ይዘም : ዑሉ : በምስክር : ፊት : ይሁን ።

አንቀጽ : ፵፲፱ ።

አንቀጽ : ፵፺፩ ።

በእንተ : ፍናዋት : ወመራጎብት : ወጽጎንት : ወሐድሶ : ሕንጻ : ወምሕዋራተ : ማያት : ውስተ : ገራብት : ወእፍላጎ : በድው : ዙተንግረ እምአብጥሊስ ።

ሰለ : ንዳናዎችና : ሰለ : እደባባዮች : ሰለ : መተላለፊያዎችና : ሰለሕንፃ : ማደስ : በእርሻም : ውስጥ : ሰለ : ውዑ : መሄጃዎችና : (ጠዩች) : ሰለምድረ : በዳ : ወንዞች : ይናገራል ። ከአብጥሊስ : የተነገረ : ነው ።

፩ሺ፩፻፷፩ ጠስ : ሕጽ ። ክፍል : እንድነት : ያላቸው : ሰዎች : ስላሉባት : የሕንፃ : ፍርድ : ይናገራል ።

፩ሺ፩፻፷፩ ጠስ : ሕጽ ። ክፍል : እንድነት : ያላቸው : ሰዎች : ስላሉባት : የሕንፃ : ፍርድ : ይናገራል ።

አንቀጽ ፡ ፵፮ ።

እምእለ ፡ ይመልከዎሙ ፡ ለአብያተ ፡ ተሳትፎ ፡
ከመ ፡ ይሣም ፡ ላዕሌሃ ፡ ላዕካነ ፡ ዘእንበለ ፡
ምክረ ፡ እሊእሁ ።

፩ሺ፩፻፳፪ ወለሐጼርኒ ፡ ዘተሳትፎ ፡ ኢይደልዎ ፡ ለ፩ዱሂ
ከመ ፡ ይንሥቶ ፡ እው ፡ ከመ ፡ ይሕንጽ ፡ ዘእን
በለ ፡ በምክረ ፡ ሱታፊሁ ።

፩ሺ፩፻፳፫ ወኢይደልዎ ፡ ለ፩ዱሂ ፡ ከመ ፡ ይግበር ፡
እቶነ ፡ እው ፡ ምንዳደ ፡ ብለኔ ፡ ኅበ ፡ ገቦ ፡
ሐጼር ፡ ዘተሳትፎ ፡ በዘይነክዶ ፡ እሳቱ ። ወለ
እመ ፡ ገብረ ፡ ፩ዱ ፡ እቶነ ፡ ዘየዐርግ ፡ እምኔሁ ፡
ጢሰ ፡ ዘይነክዶሙ ፡ ለእለ ፡ ይነብሩ ፡ ውስተ ፡
ማጎደር ፡ ልዑላዊት ፡ ናሁ ፡ ይኡዝዝ ፡ ሕግ ፡
ከመ ፡ ይትከለእ ፡ እምፈንዎተ ፡ ጢሰ ፡ ገቤ
ሆሙ ፡ ዘእንበለ ፡ ለእመ ፡ ይክውን ፡ ሱቱ ፡
ርትዕ ፡ በእንተ ፡ ፈንዎቱ ።

፩ሺ፩፻፳፬ ወከማሁ ፡ ኢይደልዎሙ ፡ ለእለ ፡ ይነብሩ ፡
ውስተ ፡ ማጎደር ፡ ልዑላዊት ፡ ከመ ፡ ይከዐዉ ፡
ማየ ፡ እው ፡ ከመ ፡ ይውግሩ ፡ እዳዋተ ፡ በዘየሐ
ሥምዎሙ ፡ ቦቱ ፡ ለእለ ፡ ይነብሩ ፡ ውስተ ፡
ዓህድ ፡ ታሕታዊት ፡ አላ ፡ ይትከልእ ፡ እምዝ
ንቱ ። እሰመ ፡ ይደልዎ ፡ ለተሉ ፡ ሰብእ ፡ ከመ ፡
ይግበር ፡ ውስተ ፡ ማጎደር ፡ ዘኢይሐሥም ፡ ቦቱ
እግዋሪሁ ፡ ወበከመ ፡ ዝንቱ ፡ ቃል ፡ ይደሉ ፡
በእንተ ፡ ዓዘቅት ።

፩ሺ፩፻፳፭ ወናሁ ፡ ይደልዎ ፡ ለ፩ዱ ፡ ከመ ፡ ይትከል ፡
ሰዋሰወ ፡ በኅበ ፡ ገቦ ፡ አረፍት ፡ እሙር ፡ ለእመ
ኮነ ፡ ውእቱ ፡ ዘኢይነኪ ፡ ካልእ ፡ ወመካንሰ ፡
ዕሩቅ ፡ ኢይደልዎ ፡ ለ፩ዱሂ ፡ ከመ ፡ ይክላእ ፡
እምአንኖቱ ፡ ወኢይህኔ ፡ ከመ ፡ ይክልእ ፡
፩ዱሂ ፡ ለኅረ ፡ ዚእሁ ፡ እምአርገም ፡ አንቀጽ ፡
ዘይወሰድ ፡ ኅበ ፡ ፍኖት ፡ ውሣጣይ ፡ እምኅበ ፡
ኢይነኪ ፡ ለኅላፍያን ።

፩ሺ፩፻፳፮ ከፍል ፡ በእንተ ፡ ፍትሐ ፡ ምጣኔ ፡ ማእከለ ፡
ሕንፃት ፡ ወእትክልት ። ወለእመ ፡ ፈቀደ ፡
ብእሲ ፡ ከመ ፡ ይሕንጽ ፡ ቅጽረ ፡ ይርኅቅ ፡
እምቢዱ ፡ አሐተ ፡ ምሥጋረ ፡ እግር ። ወለእመ ፡
ኮነ ፡ ቤት ፡ ሰብዓተ ፡ ምሥጋረ ፡ እግር ፡ ወለ
እመ ፡ ኮነ ፡ ክርየት ፡ እው ፡ ግብ ፡ ይኩን ፡ በእ
ምጣነ ፡ ሰመቆሙ ። ወለእመሰ ፡ ኮነ ፡ ዓዘቅት ፡
፩ተ ፡ እመተ ፡ ለእመ ፡ ኢኮነ ፡ ዘእግዋሪሁ ፡
እምቀዳሙ ፡ ወይትገኅሥ ፡ እምዘ ፡ ከመዝ ፡
ግብር ።

፩ሺ፩፻፳፯ ወለእመ ፡ ኮነት ፡ ዕፀ ፡ ዘይት ፡ እው ፡ ዕፀ ፡

ሰለ ፡ መንገዶችና ፡ ሰለ ፡ ቤት ፡ ሥራ ።

ያንድነት ፡ ቤት ፡ ካላቸው ፡ ሰዎች ፡ እንዴ ፡
ያለባልንጀሮቹ ፡ ምክር ፡ ጠባቂዎች ፡ ሊሾም ፡
እይገባውም ።

፩ሺ፩፻፳፰ ያንድነቱንም ፡ እጥር ፡ ያሰንደኛው ፡ (ሸሪኩ)
ሊያፈርሰው ፡ ወይም ፡ ሊሠራው ፡ ለእንዱሰ ፡
እንኳ ፡ እይገባውም ።

፩ሺ፩፻፳፱ ለእንድ ፡ ሰውስ ፡ እንኳ ፡ በእንድነቱ ፡ እጥር ፡
እጠገብ ፡ እሳቱ ፡ በሚነካት ፡ ሁኖቱ ፡ የማድ ፡
ቤት ፡ ወይም ፡ የውሸባ ፡ ቤት ፡ ሊሠራ ፡ እይገባ
ውም ። እንድ ፡ ሰው ፡ በፎቅ ፡ ቤት ፡ የሚኖሩትን ፡
ሰዎች ፡ የሚነካቸው ፡ ጢሰ ፡ ከእርሱ ፡ የሚወጣ ፡
ማዕድ ፡ ቤት ፡ ቢሠራ ፡ ወደእነርሱ ፡ ጢሰ ፡ ከመ
ሰደድ ፡ ይከለከል ፡ ዘንድ ፡ እነሆ ፡ ሕግ ፡ ያዝ
ዛል ። ጢሱን ፡ ለመሰደድ ፡ እግባብ ፡ ያለው ፡
ቢሆን ፡ ነው ፡ እንጂ ።

፩ሺ፩፻፴፬ እንደዚሁም ፡ በፎቅ ፡ ያሉ ፡ ሰዎች ፡ በምድር ፡
ቤት ፡ ያሉትን ፡ ሰዎች ፡ በሚያሳዝኗቸው ፡ ገን
ዘብ ፡ ውሀ ፡ ሊያረሱ ፡ ወይም ፡ ጥራጊ ፡ ሊጥሱ ፡
እይገባቸውም ። ከዚህ ፡ ይከለከሉ ፡ እንጂ ።
ለሰው ፡ ሁሉ ፡ ጉረቤቱን ፡ የማያሳዝንበትን ፡
በቤቱ ፡ ሊሠራ ፡ ይገባዋልና ። እንደዚሁም ፡
ነገር ፡ ስለጉድጓድ ፡ ይገባል ።

፩ሺ፩፻፴፭ እርሱ ፡ ሌላውን ፡ የማይጉዳ ፡ ከሆነ ፡ በታ
ወቀ ፡ ቅጥር ፡ እጠገብ ፡ መሰላል ፡ ሊተክል ፡ ይገ
ባዋል ። ቦታው ፡ ባዶ ፡ ቢሆን ፡ ግን ፡ ከማሰረ
ዘም ፡ ሊክለክል ፡ ለእንዴ ፡ እይገባውም ።
እንድ ፡ ሰውስ ፡ እንኳ ፡ ጉረቤቱን ፡ ወደውስ
ጠኛው ፡ መንገድ ፡ የሚወስድ ፡ በር ፡ ከመካ
ፈት ፡ ሊከለከለው ፡ እይገባውም ። ለመንገደኞ
ች ፡ የማይጉዳ ፡ ከሆነ ።

፩ሺ፩፻፴፮ ከፍል ፡ በሕንፃዎችና ፡ በተክሎች ፡ መካ
ከል ፡ ስለመሰከት ፡ ፍርድ ፡ ይናገራል ። አንድ ፡
ሰው ፡ ቅጽር ፡ ሊሠራ ፡ ቢወድ ፡ ከባልንጀ
ራው ፡ ወሰን ፡ እንድ ፡ እርምጃ ፡ ይራቅ ። ቤት ፡
ቢሆን ፡ ጂ ፡ እርምጃ ፡ የወይን ፡ መጥመቃያ ፡
ወይም ፡ ጉድጓድ ፡ ቢሆን ፡ በጥልቀታቸው ፡
ልክ ፡ ይሁን ። የውሀ ፡ ጉድጓድ ፡ ቢሆን ፡
አስቀድሞ ፡ የጉረቤቱ ፡ ካልሆነ ፡ እምስት ፡
ከንድ ፡ ይሁን ። እንደዚህ ፡ ካለው ፡ ግብርም ፡
ይራቅ ።

፩ሺ፩፻፴፯ የዘይት ፡ ተክል ፡ ወይም ፡ የባለሰ ፡ ተክል ፡

አንቀጽ ፡ ፵፮ ።

ሰለ ፡ ማንገዶችና ፡ ሰለ ፡ ቤት ፡ ሥራ ።

በለሰ ፡ ሆተ ፡ ምሥጋረ ፡ ይርጎቅ ፡ እምተክለ ፡
ካልእ ፡ ወእምዝ ፡ ያትክል ፡ ወለእመሰ ፡ ኮነ ፡
እምካልእን ፡ ሰፀው ፡ ያኩን ፡ ኔተ ፡ ምሥጋረ ፡
ወለእመ ፡ ኮነት ፡ ሥም ፡ ውስተ ፡ ማእከለ ፡
ዓዕደ ፡ ጎር ፡ ወሰፍሐ ፡ ሥረዋሃ ፡ እሰከ ፡ መሠ
ረቱ ፡ ለሐጽረ ፡ ካልእ ፡ ወእሕሠም ፡ ይደልም ፡
ለሊቅ ፡ ከመ ፡ የእዝዝ ፡ ሙተርታ ።

ብትሆን ፡ ከሌላው ፡ ተክል ፡ ዘመኝ ፡ እርምጃ ፡
ይራቅ ። ከዚያም ፡ ወዲያ ፡ ይትክል ። ከሌሎች ፡
እንጨቶች ፡ ወገን ፡ ቢሆን ፡ ግን ፡ እምስት ፡
እርምጃ ፡ ይሁን ። ዛፍ ፡ በጎረቤት ፡ ቦታ ፡ መካ
ከል ፡ ውስጥ ፡ ብትሆን ፡ ሥራም ፡ እሰከ ፡ ሌላው
ፀጥር ፡ መሠረት ፡ ድረስ ፡ ቢሰፋ ፡ ቢያገዝን
ውም ፡ ዳኛ ፡ እንድትቁረጥ ፡ ሊያዝዝ ፡ ያገባ
ዋል ።

፩ሺ፩፻፳፰ ወለእመ ፡ ኮነ ፡ ጀቱ ፡ አብያት ፡ ጽፋቃን ፡
ሰይኩን ፡ ማእከሌሆመ ፡ ተራጎቆ ፡ መጠነ ፡
፲ወጀቱ ፡ ምክያድ ፡ እግር ፡ ዘይትዌጠን ፡ ቦቱ ፡
እመሠረተ ፡ ሕንጻ ፡ እሰከ ፡ ሳሰሉ ፡ ዘጅቶ ፡
ዘላዌ ፡ ባሕተቱ ፡ ወለእመ ፡ ፍጥ ፡ ሕንጻ ፡ እሰከ
ሳሰሉ ፡ ይደልም ፡ ለጅቶ ፡ ከመ ፡ ያልፀል ፡ እሰከ፡
ፍጻሜ ፡ ሕንጻ ፡ ወይግበር ፡ ቦቱ ፡ መስኮተ ፡
ሕንጻ ፡ ሐዲሰ ፡ እው ፡ የሐድሰ ፡ ዘበልየ ። ወለ
እመ ፡ ተጎሠሃ ፡ ጅቶ ፡ ብእሊ ፡ በስፍሐ ፡ ፲ወ
ጀቱ ፡ መከየድ ፡ ኢይደልም ፡ ከመ ፡ ይንሣእ ፡
ምሕዋጽ ፡ ጎሩ ፡ ለእመ ፡ ኮነ ፡ ዘይጅቶ ፡ ገብ ፡
ባሕር ፡ እመካን ፡ ብወሐክ ፡ እላ ፡ ያከውኖ ፡ ለው
እቱ ፡ ከመ ፡ ያንጽር ፡ እንዘ ፡ ውእቱ ፡ ቅወም ፡
ከመ ፡ ኢይትመየጥ ፡ እው ፡ ንፀር ፡ እሰከ ፡ ኢያ
ገብር ፡ ርእሶ ፡ ከመ ፡ ያቅድም ፡ ነጽሮተ ፡ ባሕር ፡
ወለእመ ፡ ኮነ ፡ ማእከለ ፡ ጀቱ ፡ ማገደር ፡ ተራ
ጎቆ ፡ መጠነ ፡ የት ፡ ምክያድ ፡ ያኩን ፡ ብወሐክ ፡
ኩሉ ፡ ዘይፈቅድ ፡ ከመ ፡ ይንሣእ ፡ ንጻሬ ፡
እምነ ፡ ጎሩ ።

፩ሺ፩፻፳፰ ሁለቱ ፡ ቤቶች ፡ የተጠጋጉ ፡ ቢሆኑ ፡ በመካ
ከላቸው ፡ በፀሥራ ፡ ሁለት ፡ ሜማ ፡ ልክ ፡
መራራቅ ፡ ይሁን ። ከሕንጻው ፡ መሠረት ፡
እሰከ ፡ ላዩ ፡ ድረስ ፡ በእንድ ፡ መልክ ፡ የሚሾ
መርበት ፡ ነው ። ሕንጻ ፡ እሰከ ፡ ላይ ፡ ድረስ ፡
ቢረዝም ፡ ለእንዳም ፡ እሰከ ፡ ሕንጻው ፡ መጨ
ረሻ ፡ ድረስ ፡ ሊያሰረዝም ፡ አዲሰ ፡ የሕንጻ ፡
መስኮት ፡ ሊሠራ ፡ ወይም ፡ ያረጀውን ፡ ሊያ
ድስ ፡ ይገባዋል ። ፩ ፡ ሰው ፡ በ፲፪ ፡ ሜማ ፡ ሰፋ
ት ፡ ቢረላለገው ፡ ከተፈተደው ፡ ዙታ ፡ ሁኖ ፡
ወደ ፡ ባሕር ፡ የሚያይ ፡ ከሆነ ፡ ጎረቤቱን ፡ መጉ
ብኛ ፡ ሊከለክል ፡ እይገባውም ። እንዳይመለስ ፡
ቁም ፡ ይመለከት ፡ ዘንድ ፡ ወይም ፡ ተቀምጦ ፡
ባሕርን ፡ ለማየት ፡ ይጀምር ፡ ዘንድ ፡ ራሱን ፡
እስከሚያዘልቅ ፡ ድረስ ፡ ለእርሱ ፡ ይገባዋል ፡
እንጂ ። በሁለቱ ፡ ቤቶች ፡ መካከል ፡ መቶ ፡
ሜማ ፡ ያህል ፡ ርቀት ፡ ቢሆን ፡ ከጎረቤቱ ፡ ሙተ
ያያ ፡ ሊመስድ ፡ (ሊያጠባ) ፡ የሚወድ ፡ ሁሉ ፡
ባለሙብት ፡ ያሁን ።

፩ሺ፩፻፳፱ ወዘየሐንጽ ፡ ማገደረ ፡ እመ ፡ ኮነ ፡ ማእከ
ሌሁ ፡ ወማእከለ ፡ ቢጺ ፡ ሰኩት ፡ እው ፡ መር
ገብ ፡ ወማእከለ ፡ ሰኩት ፡ ወመርጎብ ፡ እመ ፡
ሀሎ ፡ ተራጎቆ ፡ መጠነ ፡ ፲ወጀቱ ፡ መከየድ ፡
ኢይደልም ፡ ከመ ፡ ይወስኮ ፡ ለጅቶ ፡ ውስተ ፡
ማገደሩ ። ወእመሰ ፡ ኮነ ፡ ርጊበ ፡ እምዝንቱ ፡
ኢይጸጸቁ ፡ እላ ፡ ይትዐቀቡ ፡ በበሥርዓታቱ
ሆመ ።

፩ሺ፩፻፳፱ ቤት ፡ የሚሠራ ፡ ሰው ፡ ዘእርሱና ፡ በጎረቤቱ
መካከል ፡ ወለል ፡ ወዶም ፡ ሜዳ ፡ ቢኖር ፡ በወ
ለሉና ፡ በሜዳው ፡ መካከል ፡ እሥራ ፡ ሁለት ፡
ሜማ ፡ ያህል ፡ ርቀት ፡ ቢኖር ፡ ለአንዱ ፡
እንኳ ፡ ወደቤቱ ፡ ሊጨምረው ፡ እይገባውም ።
ከዚህ ፡ የሰፋ ፡ ቢሆን ፡ ግን ፡ በየወሰኖቸው ፡
ዶጠባበቁ ፡ እንጂ ፡ እይጨናነቁ ።

፩ሺ፩፻፺፬ ወለእመ ፡ ኮነ ፡ ማገደራት ፡ ጀቱ ፡ ወኮነ ፡ ማእ
ከሌሆመ ፡ ፲ወጀቱ ፡ መከየድ ፡ ኢይወልጥ ፡
ዘንተ ፡ እምእርእያሁ ፡ ወኢያልሰል ፡ ማገደሮ ፡
ወኢያግበር ፡ ውስቱቱ ፡ መሳከመ ። ወለእመ ፡
ህለወ ፡ ማእከለ ፡ ጀቱ ፡ ማገደር ፡ ፲ቱ ፡ መከ
የድ ፡ ወላልቦ ፡ በእንበሌሃ ፡ ኢይደልም ፡ ለዳ
ግማዊ ፡ ከመ ፡ ያግበር ፡ መሳከመ ፡ ለንጻሬ ፡
ለእመ ፡ ኢኮነ ፡ ሎቱ ፡ ቅድመ ፡ እላ ፡ ያግበር ፡

፩ሺ፩፻፺፬ ቤቶች ፡ ሁለት ፡ ቢሆኑ ፡ በመካከላቸው ፡
ዘሥራ ፡ ሁለት ፡ ሜማ ፡ ቢኖር ፡ ያህን ፡ ከመ
ልኩ ፡ እያለውጥ ። ቤቱንም ፡ ከፍ ፡ ከፍ ፡ እያ
ድርግ ። በውስጡም ፡ መስኮቶች ፡ እያድርግ ።
በሁለቱ ፡ ቤቶች ፡ መካከል ፡ ፀሥር ፡ ሜማ ፡
ቢኖር ፡ ከእርሱዋም ፡ በተር ፡ ሌላ ፡ ባይኖር ፡ እሰ
ተደም ፡ የነበረው ፡ ካልሆነ ፡ ለሁለተኛው ፡ ለመ
ተያያ ፡ መስኮቶች ፡ ሊያደርግ ፡ እይገባውም ።

አንቀጽ : ፴፮ ።

መላከው ፡ ለብርሃን ።

፩ሺ፩፻፸፩ ከፍል ፡ በእንተ ፡ ሐድሶ ፡ ሕንጻ ፡ ወግብረ ፡ ተልእኮ ፡ ወዘየሐንጽ ፡ ግንደረ ፡ ዘወድቀ ፡ እመ ፡ ፈቀደ ፡ ከመ ፡ ያልዕል ፡ ኪያሁ ፡ እው ፡ ከመ ፡ ይሠውር ፡ እምነ ፡ ጎሩ ፡ ብርሃን ፡ እው ፡ ይግበር ፡ ካልእ ፡ እምዝንቱ ፡ ለእእከዮተ ፡ ጎሩ ፡ ይደልዎ ፡ ከመ ፡ ይዕቀብ ፡ ሥርዓተ ፡ ቤቱ ፡ ዘቀዳሚ ፡ ወእያላልፍ ፡ እምወሰኑ ።

፩ሺ፩፻፸፪ ወለዘሂ ፡ ኮነት ፡ ግንደሩ ፡ በጽድቅ ፡ ዘባተ ፡ መልእክተ ፡ ልዕልና ፡ ሥልጣን ፡ ሎቱ ፡ ከመ ፡ ያልዕላ ፡ ዘከመ ፡ ፈቀደ ፡ ጎበ ፡ ዘኢደነሥት ፡ ግንደረ ፡ ካልኡ ፡ ዘታሕቲሁ ፡ ዘእንበለ ፡ በመልእክተ ፡ ተሣህሎ ፡ ለኩሎ ፡ እብያት ፡ ለእመ ፡ እልባቲ ፡ መላከው ፡ ለግንደር ፡ ኩለንታሃ ። ወለእመ ፡ ኢኮነ ፡ ለከ ፡ ሥልጣን ፡ ከመ ፡ ታልዕል ፡ ግንደረከ ፡ ከመ ፡ ኢደክላእ ፡ ብርሃን ፡ ግንደርየ ፡ ዘኮነ ፡ ያበውእ ፡ እመስኮተ ፡ እረፍትየ ፡ ወእምዝ ፡ ዘጋሕኮ ፡ እነ ፡ እረፍትየ ፡ ወመላከውየ ፡ ወሊተ ፡ ዝንቱ ፡ መልእክት ፡ ላዕሌከ ። እው ፡ ጎተምክዋ ፡ መጠነ ፡ ፲ቱ ፡ ዓመት ፡ ወናሁ ፡ ተነሥተ ፡ ጽድቀ ፡ ተልእኮ ፡ እምእመ ፡ እልዕልኮ ፡ እንተ ፡ ለግንደርከ ፡ እምድጎረ ፡ ዝንቱ ።

፩ሺ፩፻፸፫ ወለእመስ ፡ ኢሐደሰኮ ፡ እንተ ፡ በምንትኒ ፡ መልእክት ፡ ትተርፍ ፡ ሊተ ፡ በምግባራ ፡ ወለእመ ፡ እርጎውኩ ፡ እነ ፡ መላከውየ ፡ እምድጎረ ፡ ፲ቱ ፡ ዓመት ፡ እው ፡ ጽ ፡ ወሶበ ፡ ፈተድከ ፡ እንተ ፡ ከመ ፡ ትሕንጽ ፡ ይደልወኒ ፡ ከመ ፡ እከላእከ ፡ መካነ ፡ ዘምሰሌየ ፡ በእንተ ፡ ዘሀሰወኒ ፡ ቃለ ፡ ጽድቅ ።

፩ሺ፩፻፸፬ ወእመ ፡ ጎደጋ ፡ ሊተ ፡ ለመልእክት ፡ ወእባሕከኒ ፡ ከመ ፡ እግበር ፡ ዕዞዋትየ ፡ ላዕለ ፡ ቤትኩ ፡ ወከብዶ ፡ ለእረፍትከ ፡ ወእመ ፡ ገደፍኩ ፡ ዘንተ ወሐንጽኩ ፡ ጸርሐ ፡ ወነግእኩ ፡ ዓፀድየ ፡ ወነበርኩ ፡ ፲ተ ፡ ዓመተ ፡ ወእያንበርኩ ፡ ዕፀዋትየ ፡ ውስተ ፡ መካኖሙ ። ወለእመ ፡ ኮንከ ፡ እንተኒ ፡ እምድጎረ ፡ ነግእኩ ፡ ዓፀድየ ፡ ወጎተምኩ ፡ መላከውየ ፡ ወሐንጽከ ፡ እንተ ፡ መካነ ፡ ምሰሌየ ፡ ወጎለፈ ፡ እምድጎረ ፡ ዝንቱ ፡ ፲ቱ ፡ ዓመት ፡ ወናሁ ፡ ተፈጸመ ፡ ለከ ፡ ግዕዛን ።

፩ሺ፩፻፸፭ ወለእመ ፡ ኢሐደሰካ ፡ በምንትኒ ፡ እላ ፡ ጎደጋ ፡ ጎበ ፡ ግብራ ፡ እስመ ፡ ጽድቀ ፡ ተል

ሰለ ፡ መገንደቸና ፡ ሰለ ፡ ቤት ፡ ሥራ ።

ለብርሃን ፡ መስኮቶት ፡ ያድርግ ፡ እንጂ ።

፩ሺ፩፻፸፩ ከፍል ። ሕንጻን ፡ ሰለ ግደሰና ፡ ሰለ ፡ ተልእኮ ፡ (ቅድምና) ሥራ ፡ ይናገራል ። የወደቀ ፡ ቤት ፡ የሚሠራ ፡ ሰው ፡ ያነኑ ፡ ፎቅ ፡ (ደርብ) ፡ ሊያደርግ ፡ ወይም ፡ ከጎረቤቱ ፡ ብርሃንን ፡ ሊሠውር ፡ ወይም ፡ ጎረቤቱን ፡ ለማሳዘን ፡ ከዚህ ፡ ሌላ ፡ ሊሠራ ፡ ቢወድ ፡ የቀደመ ፡ የቤቱን ፡ ወሰን ፡ ሊጠብቅ ፡ ይጎባዋል ። ከወሰንም እይላፍ ።

፩ሺ፩፻፸፪ ቤቱ ፡ በእውነት ፡ የፎቅነት ፡ መልእክት ፡ (ቅድሚያ) ፡ ያላት ፡ ለዋነ ፡ ለውም ፡ ከታች ፡ ያለው ፡ የጎረቤቱ ፡ ቤት ፡ እንዳይፈርስ ፡ እድርጎ ፡ እንደ ፡ ወደደ ፡ ሊያስረዝማት ፡ ሥልጣን ፡ አለው ። ይኸውም ፡ ለቤቷ ፡ በሁሉም ፡ በኩል ፡ መስኮት ፡ ከሌላት ፡ ለቤቶች ፡ ሁሉ ፡ ከይቅርታ ፡ እንልግሎት ፡ በቀር ፡ ነው ። ከግድግዳዬ ፡ መስኮት ፡ የሚገባውን ፡ የቤቴን ፡ ብርሃን ፡ እንዳይከለክል ፡ ቤትህን ፡ ልታስረዝም ፡ ሥልጣን ፡ ባይኖርህ ፡ ከዚህም ፡ በኋላ ፡ ይጄንና ፡ መስኮቱን ፡ ብዘጋ ፡ ይህ ፡ መልእክት ፡ (ቅድሚያ) ፡ ከእንተ ፡ ያልቅ ፡ ለእኔ ፡ ነው ። ወይም ፡ ዐሥር ፡ ዓመት ፡ ያህል ፡ ብዘጋት ፡ ከዚህም ፡ በኋላ ፡ እንተ ፡ ቤትህን ፡ ብታስረዝመው ፡ እነዋ ፡ የተልእኮ ፡ (የቅድሚያ) ፡ ዕውነት ፡ ፈረሰ ።

፩ሺ፩፻፸፫ እንተ ፡ በማናቸውም ፡ ባታድሰው ፡ ውል ፡ (ቅድሚያ) ፡ በሥራዋ ፡ ለእኔ ፡ ትጽናለች ። ከህሥር ፡ ወይም ፡ ከኻያ ፡ ዓመት ፡ በኋላ ፡ እኔ ፡ መስኮቱን ፡ ብከፍት ፡ እንተም ፡ ሕንጻ ፡ ልትሠራ ፡ ብትወድ ፡ የእውነት ፡ ቃል ፡ ስላለኝ ፡ ከእኔ ፡ ያለውን ፡ ቦታ ፡ ልከለክልህ ፡ ይጎባኛል ።

፩ሺ፩፻፸፬ መልእክትን ፡ (ቅድሚያን) ፡ ለእኔ ፡ ብትተዋት ፡ ዕንጨቶቼንም ፡ በቤትህ ፡ ላይ ፡ እንዳይርግ ፡ ብትፈቅድልኝ ፡ ይገኛህንም ፡ ቢከብደው ፡ ይህን ፡ ትቼ ፡ ብሠራ ፡ ዐሥር ፡ ዓመት ፡ ቦታዬን ፡ ተቀብዬ ፡ ብኖር ፡ ዕንጨቶቼንም ፡ በቦታቸው ፡ ባላኖር ፡ እንተም ፡ እንዲህ ፡ ብትዘን ፡ ቦታዬን ፡ ተቀብዬ ፡ መስኮቱን ፡ ከይረገፁ ፡ በኋላ ፡ እንተም ፡ ከእኔ ፡ ጋራ ፡ ቤት ፡ ብትሠራ ፡ ከዚህ ፡ በኋላ ፡ ዐሥር ፡ ዓመት ፡ በያልፍ ፡ እነዋ ፡ ነፃነት ፡ ላንተ ፡ ተፈጸመህ ።

፩ሺ፩፻፸፭ በሥራዋ ፡ ተውካት ፡ እንጂ ፡ በማናቸውም ፡ ባታድሳት ፡ የቅድሚያ ፡ (የተልእኮ) ፡ አገባብ

አንቀጽ ፡ ፴፯ ።

ሰለ ፡ መንገዶችና ፡ ሰለ ፡ ቤት ፡ ሥራ ።

አኮ ፡ ይተርፍ ፡ ሊተ ፡ እስከ ፡ ለዓለም ። ወለ
እመ ፡ ፈቀድኩ ፡ እምድኅረ ፡ ጽ ፡ ዓመት ፡ ከመ ፡
እሚጥ ፡ ዕዕውዮ ፡ ኅበ ፡ ቅጽር ፡ ወአረሰዮሙ ፡
ውስተ ፡ መካኖሙ ፡ አለበ ፡ ዘይከልአኒ ፡ ከላኢ
እምነ ፡ ዝንቱ ። ወውሳኒኒ ፡ ወአድያሞሙ ፡
ኢይሥርዑ ፡ በሳዕሌዮሙ ፡ ከመ ፡ ይባእ ፡ ላዕ
ሌሁ ፡ ፍድፋዴ ፡ ዘመን ፡ ነዋሳ ፡ ዘእንበለ ፡
፴ ፡ ዓመት ።

፩ሺ፩፻፸፮ ወአይደልዎ ፡ ለ፩ዱሃ ፡ ከመ ፡ ይግድፍ ፡
እዳዋተ ፡ ዲበ ፡ ቅጽር ፡ ዘኢኮነ ፡ ሎቱ ፡ ዳእመ ፡
ሰእመ ፡ ኮነ ፡ በሳዕሌሁ ፡ እምሳለ ፡ ዝንቱ ፡ ትእ
ዛዝ ፡ ወከማሁ ፡ ከመ ፡ ኢይዕርግ ፡ ጢስ ፡ እም
አቶን ፡ ወእምቤተ ፡ ብሰኔ ፡ ወከማሁ ፡ ውእቱ ፡
ጸታ ፡ ተልእኮ ።

፩ሺ፩፻፸፯ ወለእመ ፡ ፈቀዱ ፡ በእንተ ፡ አሠንዮ ፡ ዓዘ
ቅት ፡ ከመ ፡ ይዕርቅዎሙ ፡ ለመስተሳትፋን ፡
እለ ፡ ተበእሱ ፡ ለደውዮን ፡ ነቱ ፡ ለለ፩ዱ ፡
በእንተ ፡ አሠንዮ ፡ ዝንቱ ፡ እመካኑ ፡ እስከ ፡
ይበጽሕ ፡ ኅበ ፡ መካነ ፡ ኅሩ ። ወለእመኒ ፡ አስ
ተዋዕለ ፡ ፩ዱ ፡ እምሱቱፋን ፡ በእንተ ፡ ጥሪተ ፡
ተሳትፎ ፡ ወወሰነ ፡ ኪያሁ ፡ ይደልዎ ፡ ከመ ፡
ይትኃሠሦ ፡ ለካልኡ ፡ በዝንቱ ፡ በውእቱ ፡
ንዋይ ፡ ዘተዕውቀ ፡ እስከ ፡ ይነሥእ ፡ እምኔሁ ፡
ዘእስተዋዕለ ፡ እምንዋይ ።

፩ሺ፩፻፸፰ ወለእመ ፡ ጸነ ፡ ሐጾርከ ፡ ላዕለ ፡ ቤትዮ ፡
መንፈቀ ፡ ሰኩና ፡ እግር ፡ ይደልወኒ ፡ ከመ ፡
አሁብከ ፡ በዘይሤኔ ፡ ስሐኒጸታ ። ወዘእርኅወ ፡
መስኮተ ፡ በውስተ ፡ ሐጾር ፡ ዘኢኮነ ፡ ሎቱ ፡
ይደልዎ ፡ ከመ ፡ ያስተዋዕለ ፡ ላዕሌሁ ፡ እስከ ፡
ያገብእ ፡ ኅበ ፡ ህላዌሁ ።

፩ሺ፩፻፸፱ ክፍል ፡ በእንተ ፡ ማያት ፡ ወሰብእ ፡ እም
ዳር ፡ ዘቁላ ፡ ወላዕሌዮሙ ፡ መልእክት ፡ ሰለብ
ያጽ ፡ ሉዓላውያን ፡ በግብር ፡ ዘይደልዎሙ ፡ ሰእ
ሠንዮተ ፡ ማያተዮሙ ፡ ወሎሙ ፡ ተውላዮ ፡
ሀዮንተ ፡ ዝንቱ ፡ በቀላጌት ፡ በነሣኢቶሙ ፡
ተድላ ፡ ምድሮሙ ፡ ለእለ ፡ በሳዕሱ ፡ ወሰብ
ሐተ ፡ ዜእሃ ፡ ዘይከውን ።

፩ሺ፩፻፹ ወመልእክተ ፡ ማይሃ ፡ ለእመ ፡ ኮነት ፡ እምዮ
ንታ ፡ ትትገበር ፡ በዘመነ ፡ ሐጋይ ፡ ባሕተቱ ፡
እው ፡ በ፩ዱ ፡ ወርኅ ፡ እው ፡ በዘይበዝኅ ፡ እም
ወርኅ ፡ እው ፡ በዘይበዝኅ ፡ እም፩ዱ ፡ ዓመት ፡
ይዕራዕ ፡ ተገብሮቱ ፡ እምድኅረ ፡ ዘመን ፡ ውሱን
ወከማሁ ፡ ፍኖትኒ ።

ነውና ፡ እስከ ፡ መጨረሻው ፡ ለእኔ ፡ ይቀራል ፡
(ይጻናል) ። ከኻያ ፡ ዓመት ፡ በኋላ ፡ ዕንጨቶ
ቼን ፡ ወደቅጥር ፡ መልጼ ፡ በሰፍራቸው ፡ ላደር
ጋቸው ፡ ብወድ ፡ ከዚህ ፡ የሚከለክለኝ ፡ ከል
ካይ ፡ የለም ። በወሰኑና ፡ በዙሪያቸውም ፡ ከ፴ ፡
ዘመን ፡ በቀር ፡ የረጅም ፡ ዘመን ፡ ብዛት ፡ በእ
ርሱ ፡ ላይ ፡ እንዲገባ ፡ በእነርሱ ፡ ላይ ፡ አይ
ወሰኑ ።

፩ሺ፩፻፸፯ አንድ ፡ ሰው ፡ እንኳ ፡ የራሱ ፡ ባልሆነ ፡
ቅጥር ፡ ላይ ፡ ጥራጊውን ፡ ሊጥል ፡ እይገባውም ።
በእርሱ ፡ ላይ ፡ የዚህ ፡ ትእዛዝ ፡ እምሳያ ፡ ቢሆን
ነው ፡ እንጂ ። እንደዚሁም ፡ ከማዕድ ፡ ቤትና ፡
ከውሽጣ ፡ ቤት ፡ ጢስ ፡ እንዳይወጣ ፡ የአገልግ
ሎትም ፡ (የቅድሚያ) ፡ ዓይነት ፡ እንዲሁ ፡ ነው ።

፩ሺ፩፻፸፰ ሰለውሀ ፡ ጉድጓድ ፡ የተጣሉትን ፡ አንድ
ነት ፡ ያላቸውን ፡ ሰዎች ፡ ሊያስታርቋቸው ፡
ቢወዱ ፡ ሁሉ ፡ እያንዳንዱ ፡ ከቦታው ፡ አን
ስቶ ፡ ወደ ፡ ጎራቤቱ ፡ ቦታ ፡ እስኪደርስ ፡
ድረስ ፡ ይህን ፡ ለማሳመር ፡ ይጀምር ። አንድ ፡
ነት ፡ ካላቸው ፡ ሰዎች ፡ አንዱ ፡ ስላአንድነቱ ፡
ገንዘብ ፡ ቢያወጣጣ ፡ እርሱንም ፡ ቢወስን ፡ ከገ
ንዘብ ፡ ያወጣውን ፡ ከእርሱ ፡ እስኪቀበል ፡
ድረስ ፡ በዚህ ፡ የታወቀውን ፡ ገንዘብ ፡ ሌላ
ውን ፡ ሊጠይቀው ፡ ይገባዋል ።

፩ሺ፩፻፸፱ እጥርህ ፡ በቤቱ ፡ ላይ ፡ በይዘነብል ፡ ለመ
ሥረያዎ ፡ በሚገባ ፡ የሚማ ፡ እኩሌታ ፡ ልስ
ጥህ ፡ ይገባኛል ። የእርሱ ፡ ባልሆነው ፡ እጥር ፡
መበኮት ፡ ያወጣ ፡ ሰው ፡ ወደጥንቱ ፡ እስኪመ
ለስ ፡ ድረስ ፡ ለእርሱ ፡ ሊያወጣጣና ፡ ሊከፍል ፡
ይገባዋል ።

፩ሺ፩፻፹ ክፍል ። ሰለውሀዎችና ፡ ሰለቆላ ፡ ምድር ፡
ሰዎች ፡ ይናገራል ። ለይገኛች ፡ ወንድሞች ፡
ውሀቸውን ፡ በማሳመር ፡ መስደድ ፡ በግድ ፡
የሚገባቸው ፡ ነው ። ለቆለኞችም ፡ የደገኞችን ፡
የምድር ፡ ተድላና ፡ የሆነውን ፡ ድልብዋን ፡
በመተበላቸው ፡ ስለዚህ ፡ ጥቅም ፡ ፈንታ ፡
ሰውጥ ፡ አለባቸው ።

፩ሺ፩፻፹ የውሀም ፡ ሕግ ፡ ከጥንት ፡ ጀምሮ ፡ በበጋ ፡
ዘመን ፡ ብቻ ፡ ወይም ፡ ባንድ ፡ ወር ፡ ወይም ፡
ከወር ፡ በሚበዛ ፡ ወይም ፡ ካንድ ፡ ዓመት ፡ በሚ
በዛ ፡ የምትሠራ ፡ ብትሆን ፡ ከተወሰነው ፡
ዘመን ፡ በኋላ ፡ ሥራው ፡ ይቆማል ። መንገድም ፡
እንደዚሁ ፡ ነው ። ይዘ ፡ እንድ ፡ ዕለት ፡ ወይም ፡

አንቀጽ ፡ ፴፮ ።

ወለሌጦ ፡ ኮነ ፡ ዝንቱ ፡ ፩ደ ፡ ዕለተ ፡ እው ፡
እሐተ ፡ ሰዓተ ፡ እው ፡ ፩ደ ፡ መዐልተ ፡ እው ፡
እሐተ ፡ ሌሊተ ፡ ወትረ ፡ ያብጥል ፡ ተገብሮተ ፡
በፍጻሜ ፡ ጊዜ ፡ ዘእመር ፡ እስከ ፡ ያገብእ ።

፩ሺ፩፻፹፩ ወለሌጦ ፡ ነጽፈ ፡ ነቅዑ ፡ ማይ ፡ ዘይከውን ፡
ለ፩ዱሂ ፡ ከመ ፡ ያሰሐብ ፡ እምኔሁ ፡ ዕድሜ ፡ ዓመ
ታት ፡ ወእምዝ ፡ ገብእ ፡ ነቅዕ ፡ ወውኅዘ ፡ ናሁ ፡
ተሐደሰ ፡ ላዕሌሁ ፡ ከዋነ ፡ ተልእኮ ፡ ወገብእ ፡
ተሰሐቦተ ፡ ማይ ፡ እምኔሁ ፡ ውሰተ ፡ መካን ፡
ዘኮነ ፡ ቦቱ ፡ ቅድመ ።

፩ሺ፩፻፹፪ ወለሌጦ ፡ እብሐክ ፡ ፩ዱሂ ፡ ከመ ፡ ታሰተ ፡
እምዕቃል ፡ ዚእሁ ፡ ይደልዎ ፡ ከመ ፡ የሀብክ ፡
ፍኖተ ፡ በዘታሰቁ ፡ ወለሌጦ ፡ እይትከሀለክ ፡
ከመ ፡ ትትገበር ፡ በካልእ ፡ ፍና ፡ ወዘቡቱ ፡
ተልእኮት ፡ ከመ ፡ ያሰቱ ፡ ወደርሀይ ፡ እንሰ
ሳሁ ፡ ውሰተ ፡ ዓዕድክ ፡ ይደልዎ ፡ ከመ ፡ ይግ
በር ፡ ሎቱ ፡ መልእክተ ፡ ካልእተ ፡ ወውእተኒ ፡
ይግበር ፡ ልገተ ፡ በሀየ ።

፩ሺ፩፻፹፫ ወዘቦቱ ፡ ምሰቃይ ፡ በውስተ ፡ ምድረ ፡
ካልኡ ፡ ይደልዎ ፡ ለረኪበ ፡ ፍኖት ፡ ኅበ ፡
በዋእ ፡ ዘሎቱ ፡ ወበኅዘ ፡ ያነብኑ ፡ መሬተ ፡
ወእለባነ ፡ ወንዋየ ፡ ተግባር ፡ ወኮሎ ፡ ዘይት
ፈቀድ ፡ ሰሰቅየ ፡ ማይ ።

፩ሺ፩፻፹፬ ወለሌጦ፤ ኮነ ፡ ፈለግ ፡ ዘየኅልፍ ፡ ማእ
ከለ ፡ ምድርየ ፡ ወምድርክ ፡ ወነሥእ ፡ እምነ ፡
ምድርክ ፡ በበንሰቲት ፡ ወወሰኮ ፡ ውሰተ ፡ ምድ
ርየ ፡ እንዘ ፡ እተእምር ፡ ወእመ ፡ እኮ ፡ ትር
እይ ፡ ሚ ፡ መጠነ ፡ ዘነሥእ ፡ ወበእይ ፡ መዋ
ዕል ፡ ዝንቱ ፡ ዘኮነ ፡ እምነ ፡ ዘውኅዘ ፡ ውኒዝ ።
ወለሌጦ ፡ ሰሐዘ ፡ በሐብ ፡ ማእከሌነ ፡ እምሀገ
ርክ ፡ ወወሰክ ፡ ቦቱ ፡ ውሰተ ፡ ሀገርየ ፡ ወዝንቱ
ይነብር ፡ ውሰተ ፡ ግዝእትክ ።

፩ሺ፩፻፹፭ ክፍል ፡ በእንተ ፡ ተግይወ ፡ ሕንፃ ፡ ወኮሎ
ዘእንዘ ፡ ወተግየጠ ፡ ምድረ ፡ ወሐነሀ ፡ ውሰ
ቲታ ፡ እምድኅረ ፡ እእመረ ፡ ኪያሃ ፡ ከመ ፡
ይእቲ ፡ እኮነት ፡ ለዘይሠይጣ ፡ ሎቱ ፡ እይይ
ልዎ ፡ ከመ ፡ ይትኅሠሥ ፡ በእንተ ፡ ሃእሃእ ፡
እላ ፡ ያብሐዎ ፡ ለውእቲ ፡ ከመ ፡ ይንሥት ፡
ኪያሁ ፡ እምነ ፡ ምድር ፡ ወኢይንሥእዎ ፡ ለበዓለ
ዚእሃ ፡ ምንተኒ ።

፩ሺ፩፻፹፮ ወለሌጦ ፡ ጸንዑ ፡ ፩ዱሂ ፡ ወተግየጠ ፡ ዓዕደ ፡
እንተ ፡ እኮነት ፡ ለሠይጢሃ ፡ ወዘርእ ፡ ወሐ
ነጸ ፡ በውሰቲታ ፡ ይደልዎ ፡ ለመኮንን ፡ ከመ ፡

ስለ ፡ መንገዶችና ፡ ስለ ፡ ቤት ፡ ሥራ ።

፩ ፡ በዓት ፡ ወይም ፡ እንድ ፡ መዓልት ፡ ወይም ፡
እንድ ፡ ሌሊት ፡ በሆን ፡ በታወቀ ፡ የዚይ ፡
ፍጻሜ ፡ እስኪመለስ ፡ ድረስ ፡ ዘወትር ፡ ሥራው
ይቅር ።

፩ሺ፩፻፹፩ ከእርሱ ፡ ይሰብ ፡ ዘንድ ፡ ለእንዱ ፡ የሚሆ
ነው ፡ የውሀ ፡ ምንጭ ፡ ዓመት ፡ ሙሉ ፡ ቢደ
ርቅ ፡ ከዚያም ፡ በኋላ ፡ ምንጩ ፡ ተመልሶ ፡
ቢፈሰ ፡ እነሆ ፡ የእገልግሎት ፡ (የቅድሚያ) ፡
ሁኔታ ፡ ታደሰ ። የውሀውም ፡ ቦይ ፡ ከእርሱ ፡
ቀድሞ ፡ ወደነበረበት ፡ ቦታ ፡ ተመለሰ ።

፩ሺ፩፻፹፪ እንድ ፡ ሰው ፡ ከምንጩ ፡ እንድትጠጣ ፡
ቢፈቅድልህ ፡ በምታጠጣ ፡ ገንዘብ ፡ መንገድ ፡
ሊሰጥህ ፡ ይገባዋል ። በሌላ ፡ መንገድ ፡ ልታ
ጠጣ ባይቻልህ ፡ በእንተ ፡ ቦታ ፡ እንሰላውን ፡
ሊያጠጣና ፡ ሊያሰግራ ፡ መብት ፡ ያለው ፡ ሰው ፡
ለእርሱ ፡ ሌላ ፡ ሥራ ፡ ይሠራ ፡ ዘንድ ፡ ይገባ
ዋል ። ይኸውም ፡ ከዚያ ፡ ጎጆ ፡ (ቅልስ) ፡
ይሠራ ፡ ዘንድ ፡ ነው ።

፩ሺ፩፻፹፫ በሌላው ፡ ምድር ፡ የውሀ ፡ ግጠሜ ፡ ያለው ፡
ሰው ፡ የእርሱ ፡ ወደ ፡ ሆነው ፡ መሬትና ፡ ድን
ጋይ ፡ የሥራ ፡ ዕቃም ፡ ውሀ ፡ ለግጠጣት ፡ የሚ
ሻውን ፡ ሁሉ ፡ ወደሚያስቀምጡበት ፡ ለመግ
ባት ፡ መንገድ ፡ ግገኘት ፡ ይገባዋል ።

፩ሺ፩፻፹፬ በምድሪና ፡ በምድርህ ፡ መካከል ፡ የሚያ
ልፍ ፡ ወንዝ ፡ ቢሆን ፡ ከምድርህ ፡ በየጥቂቱ ፡
ወሰዶ ፡ ሳታውቅ ፡ ወደኔ ፡ ምድር ፡ ቢጨምር ፡
ያም ፡ ባይሆን ፡ የወሰደው ፡ ምን ፡ ያህል ፡ እንደሆነ ፡
ወይም ፡ ከወረደው ፡ ጎርፍ ፡ የተነሣ ፡ ይህ ፡ የሆ
ነው ፡ በመቼ ፡ ቀን ፡ እንደሆነ ፡ ብታውቅ ፡
በመካከላችን ፡ ያለው ፡ ውሀ ፡ ከእገርህ ፡ መሳ
ብን ፡ ስቦ ፡ በእገራ ፡ ውስጥ ፡ ቢጨምርበት ፡
ይህ ፡ በእንተ ፡ ግዛት ፡ ይኖራል ።

፩ሺ፩፻፹፭ ክፍል ፡ ሕንፃን ፡ ስለመግዛት ፡ ይናገራል ።
ምድር ፡ ገዝቶ ፡ የያዘ ፡ ሰው ፡ ሁሉ ፡ እርሷ ፡ ለሽ
ጠላት ፡ ሰው ፡ እንዳልሆነች ፡ እርሷን ፡ ካወቀ ፡
በኋላ ፡ ቤት ፡ በሠራባት ፡ በለገንዘቡ ፡ ሊፈላ
ለግ ፡ እይገባውም ። ከምድር ፡ እርሱን ፡ ያፈ
ርስ ፡ ዘንድ ፡ ያሰናብቱት ፡ እንጂ ፡ ባህቤታንም ፡
አንዳች ፡ እይከልክሉት ።

፩ሺ፩፻፹፮ እንድ ፡ ሰው ፡ የሻጭ ፡ ገንዘብ ፡ ያልሆነውን ፡
ቦታ ፡ ጨከኖ ፡ ቢገዛ ፡ በውስጧም ፡ ቢዘራና ፡
ቤት ፡ ቢሠራ ፡ ለባለቦታው ፡ በውነት ፡ የሚ

እንቀጽ ፡ ጠ፯ ።

አይምትር ፡ ፍትሐ ፡ እስከ ፡ ይኔጽር ፡ ለእመ ፡
ኮነ ፡ ለበዓለ ፡ ዓዘድ ፡ ዘበእማን ፡ ይደልም ፡
ወዘኮነ ፡ ዘሀለም ፡ ከመ ፡ ይሕንጽ ፡ ውስቲታ ፡
ያእተ ፡ ሕንጻ ፡ ይደልም ፡ ከመ ፡ የሀብ ፡ ሃእሃእ ፡
ዘተሐደሰ ፡ ቦቱ ፡ ሕንጻ ፡ ወእምዝ ፡ ይንሥእ ፡
ለዓፀዱ ፡ ወዘተወሰከ ፡ ውስቲታ ፡ ወለእመ ፡ ኮነ ፡
ነዳየ ፡ ዘኢንሪየ ፡ ከመ ፡ ይግበር ፡ ዘተገብረ ፡
ለይንግእ ፡ ዘተእመነ ፡ ወዘሐንጻ ፡ ሕንጻሁ ፡
ወዘሕቲ ፡ ያቅልል ፡ ለበዓለ ፡ ዓዘድ ፡ ከመ ፡
የዘበ ፡ እምሃእሃእ ፡ በእንተ ፡ ዘተሐደሰ ፡ በዘ
ተሰነአወ ፡ ቦቱ ፡ ወይንግእ ፡ ኪያሁ ።

፩ሺ፩፻፹፯ ወእመኒ ፡ በዓለ ፡ ዓፀድ ፡ አርአየ ፡ ቅድመ ፡
ከዋነ ፡ ተግይጦታ ፡ አይደልም ፡ ከመ ፡ ያግ
ብእ ፡ በግብር ፡ እመኒ ፡ ኮነ ፡ ነዳየ ፡ እላ ፡ ይደ
ልም ፡ ከመ ፡ ይንግእ ፡ ግጠ ፡ ዘእሃ ፡ እምድ
ጎረ ፡ ተሐድሶታ ፡ ወይንግልቀ ፡ ሳሰሊሁ ፡ ከሱ
ሃእሃእ ፡ ዘተሐደሰ ፡ ቦቱ ።

፩ሺ፩፻፹፰ ወለእመ ፡ ጎብእ ፡ ፩ዱሂ ፡ ማገፀንተ ፡ ዘእሁ
ዘእማገፀንም ፡ ወግጣ ፡ አው ፡ ወሀበ ፡ ኪያሃ ፡
ወእእመረ ፡ ዘንተ ፡ ለበዓለ ፡ ማገፀንት ፡ ፍቁሩ ፡
ወእኒዢ ፡ ለዘተግዩጠ ፡ ወወዘዘ ፡ ሎቲ ።
አው ፡ ወዘዘ ፡ ፍጥተ ፡ ካልእተ ፡ በዕድሜ ፡ ሂቲ
ዓመት ፡ ለዘሀለወ ፡ ወለዘእሁሎ ፡ እስከ ፡ ያመ
ጽእ ፡ እምንግድቲ ፡ ፳ ፡ ዓመት ፡ ፍሁ ፡ ይጸንሰ ፡
ምልክሩሁ ፡ ለዘኮነ ፡ ንዚሁ ፡ እምድጎረ ፡ ጠ ፡
ዓመት ፡ ወመላኪሁሰ ፡ ዘበእማን ፡ ለእመ ፡
አይእመረ ፡ ዘንተ ፡ አይጸንሰ ፡ ለዘኮነ ፡ ንዚሁ ፡
ዘእንበለ ፡ እምድጎረ ፡ ጠ ፡ ዓመት ፡ ለእመ ፡
አጠየቀ ፡ ወይብል ፡ ዘዘእየ ፡ በኃቲ ፡ ዓመት ፡
አው ፡ በ፳ ፡ አው ፡ እስከ ፡ ጠ ፡ ድልው ፡
ሎቲ ፡ አይንሥእም ፡ በምንትኒ ፡ ዘጎር ፡ ዘቶ
ንት ፡ አው ፡ ጎራሀቶ ፡ አው ፡ ርሰቶ ፡ ይደልምጡ
ከመ ፡ አይክልእም ፡ ንዘ ፡ ገዚእ ፡ ርሰቲ ፡ ዘሂ ፡
ተግዩጠ ፡ አይክልእ ።

፩ሺ፩፻፹፱ ወንዋይ ፡ ዘይትወሐሰ ፡ ለእመ ፡ ነበረ ፡
ውስተ ፡ እደ ፡ አሐዱ ፡ ጠ ፡ ዓመተ ፡ ወእሰበከ ፡
በእንቲሊሁ ፡ በምንትኒ ፡ እሰመኔ ፡ ነዋ ፡
መለኮ ፡ ወለእመ ፡ ግጥኩ ፡ መክራልተ ፡ ዘገ
ርየ ፡ ወተካየድኩ ፡ ከመ ፡ ይሐር ፡ ውስቲታ ፡
ማይ ፡ ወቦእ ፡ ሰለተ ፡ ሰድሜ ፡ ዘይዌሰኖ ፡

ሰለ ፡ መንገዶችና ፡ ሰለ ፡ ቤት ፡ ሥራ ።

ገባው ፡ እንደሆነ ፡ እስኪያይ ፡ ድረስ ፡ ፍርድ ፡
እንዳይቆርጥ ፡ ለዳኛ ፡ ይገባዋል ። ይችን ፡
ሕንፃ ፡ በውስጡ ፡ ሊሠራ ፡ ፈቃድ ፡ ያለው ፡
የሆነ ፡ ሰው ፡ ሕንፃው ፡ የታደሰበትን ፡ ገንዘብ ፡
ሊሰጥ ፡ ይገባዋል ። ከዚህም ፡ በኋላ ፡ ቦታው
ንና ፡ በውስጡም ፡ የተሠራመረውን ፡ ይጠራል ።
የተገመተውን ፡ ለማድረግ ፡ የማይወድ ፡ ድሀ ፡
ቢሆን ፡ ግን ፡ የታመነውንና ፡ የሥራውን ፡
ሕንፃ ፡ ይውሰድ ፡ ነገር ፡ ግን ፡ ስለማይሻው ፡
በተሰማግቢት ፡ ገንዘብ ፡ ከገንዘቡ ፡ ይሰጠው ፡
ዘንድ ፡ ለባለቦታው ፡ ያቅልል ። አርሱንም ፡
ይቀበል ።

፩ሺ፩፻፹፺ ባለቦታው ፡ አስቀድሞ ፡ የመሸጥን ፡ ሁኔታ ፡
ቢያሳይ ፡ ምንም ፡ ድሀ ፡ ቢሆን ፡ በግድ ፡ ሊመ
ልሰበት ፡ አይገባውም ። ከመታደሷ ፡ በኋላ ፡
ዋጋዋን ፡ ሊቀበል ፡ ይገባዋል ፡ እንጂ ፡ የታደሰ
በትንም ፡ ገንዘብ ፡ ሁሉ ፡ በእርሱ ፡ ላይ ፡ ይቀ
ጠር ።

፩ሺ፩፻፹፮ አንዱም ፡ ያስጠበቁትን ፡ አደራውን ፡
ሰውሮ ፡ ቢሸጣት ፡ ወይም ፡ አርሷን ፡ አሳልፎ ፡
ቢሰጣት ፡ የባለአደራ ፡ ወዳጁም ፡ ይህን ፡ ቢያ
ውቅና ፡ ለገዥው ፡ ባይነግረው ፡ ለእርሱም ፡ ቢሰ
ጠው ፡ ለእለ ፡ ሰው ፡ በዓሥር ፡ ዓመት ፡ ለሌ
ለም ፡ ከመንገዱ ፡ እስኪመለስ ፡ ድረስ ፡ በኻያ ፡
ዓመት ፡ ቀጠሮ ፡ ሌላ ፡ መንገድ ፡ (ምክንያት) ፡
ቢሰጠው ፡ ከ፱ ፡ ዓመት ፡ በኋላ ፡ በእርሱ ፡
ዘንድ ፡ የሆነው ፡ እጅነቱ ፡ እነሆ ፡ ይጸናል ።
ዕውነተኛ ፡ ባለቤቱ ፡ ግን ፡ ይህን ፡ ባያውቅ ፡
ከ፱ዘመን ፡ በኋላ ፡ ካልሆነው ፡ በቀር ፡ በእርሱ ፡
ዘንድ ፡ ለሆነው ፡ እይጸናለትም ። በኋላ ፡ ዓመት ፡
ወይም ፡ በኻያ ፡ ዓመት ፡ ወይም ፡ እስከ ፡ ፱ ፡
ዘመን ፡ ድረስ ፡ የእኔ ፡ ገንዘብ ፡ ነው ፡ ብሎ ፡
ቢናገር ፡ ይገባዋል ። በማናቸውም ፡ ምክንያት ፡
የጥንት ፡ ሀገሩን ፡ ወይም ፡ እርሻውን ፡ ወይም ፡
ርስቱን ፡ አይውሰዱበት ። ወደርሱቲ ፡ ከመግ
ባት ፡ እንዳይከለክሉት ፡ ይገባቸዋል ። የገዛም ፡
አይክልከለው ።

፩ሺ፩፻፹፻ በውስት ፡ የሄደ ፡ ገንዘብ ፡ በእንድ ፡ ሰው ፡
እጅ ፡ ጠ ፡ ዓመት ፡ ቢኖር ፡ በማናቸውም ፡ ስለ
እርሱ ፡ ባይናገር ፡ እነሆ ፡ ገንዘቡ ፡ ነው ፡ እኮ ።
ከሀገራ ፡ ድርሻዬን ፡ ብሸጥ ፡ በውስጡም ፡
ውሀ ፡ እንዲሄድ ፡ ብዋዋል ፡ ማጠጣቷን ፡ ከማ
ድረኔ ፡ አስቀድሞ ፡ ሕግ ፡ የወሰነው ፡ የቀጠሮ ፡

አንቀጽ፡ ፴፮ ።

ሕግ፡ እምቅድሙ፡ ገበሬጥ፡ ሰቅዮታ፡ እስሙ
ድሉት፡ ሊት፡ እምድግረ፡ ቀዋም፡ ወለእመ፡
ገበርከዋ፡ ወእገላግጥ፡ ውስቲታ፡ ግዩ፡
ተፀር። ወለእመ፡ ኮነ፡ መላኪ፡ ቀዳሚ፡
እ.ይ.ከውኅ፡ ከመ፡ ይክላእ፡ እምጎሊ፡ ግዩ፡
ወከግዑ፡ ተሳዳጢ፡ እ.ይ.ከውኅ፡ ከመ፡ ይክ
ላእ፡ እስሙ፡ ተሳዳጢ፡ ወውምረ፡ በሳቲ፡ ከበ
ዳት ።

፳፯.፳፻ ፺ ክፍል ፡ በእንተ ፡ ፍና ፡ ሕጻራ ፡ ለፍናት ፡
ሕፀርት ፡ እምነ ፡ ቀኖናት ፡ ገሉ ፡ ዘንበር ፡
ውስተ ፡ ገንቱ ፡ እንቀጽ ፡ እ.የሐድስ ፡ ሹዳሂ ፡
ምንተኒ ፡ ዘይመጽእ ፡ እምኔህ ፡ ንክየተ ፡ ካልእ-
ውሁሉ ፡ ድልወት ፡ ዘእይትገበር ፡ ዘይይልም ፡
መጠነ ፡ ሂቱ ፡ ሃመት ፡ ወዘንቱ ፡ ለዘልዋን ፡ ወጽ ፡
ሃመት ፡ ለንጋድዎን ፡ ተፀር። ዘእንበለ ፡ ፍኖተ
መቀብር ፡ እስሙ ፡ ለያሊቱ ፡ እ.ያዘር፡ ርሕ
ትና ፡ ዘመነ ፡ ወገንቱ ፡ ፅድሚ ፡ ተራክበቱ ፡
ለመቱሕ ፡ እስከ ፡ ግብእቱ ፡ ወለእብድኒ ፡
እው ፡ ለዘያዘር ፡ ይዌ ፡ እስከ ፡ ተራውሶቱ ፡
ወዘበጽሐ ፡ ላዕለ ፡ እበሳ ፡ እያጉንድዮ ፡ ዘመነ ፡
እምዘ ፡ ይይልም ፡ ወዘሉቱ ፡ ድልወት ፡ ሎቱ ፡
ገሉ ፡ ዘእይትገበር ፡ ገንቱ ፡ ድልወት ፡ ዘእን
በለሁ ።

፳፯.፳፻ ፺፩ ወእ.ይ.ይልም ፡ ለመኑሂ ፡ ከመ ፡ ያማለን ፡
መርገበ ፡ ዘገር ፡ ወጽጉንቲሃ ፡ ወዘገብር ፡ ዘንተ
ይይልም ፡ እግብእቶሙ ፡ ወይኩን ፡ ስፍሐ ፡
ምጣኔ ፡ ግእከለ ፡ ቤት ፡ ወቤት ፡ ሂወጅቱ ፡ መከ
የድ ፡ እምላዕል ፡ እስከ ፡ መትሕት ፡ ወእ.ይ.ይ
ልም ፡ ለሹዳሂ ፡ ከመ ፡ ይክላእ ፡ ለጎሩ ፡ ሐው
ጸተ ፡ ባሕር ፡ በእዕይንቲሁ ፡ ዘእንበለ ፡ ይኩን ፡
ግእከለ ፡ ጅቱ ፡ እብያት ፡ መጠነ ፡ የት ፡ ምክ
ያድ ።

፳፯.፳፻ ፺፪ ወሁሉ ፡ ዘፈቀደ ፡ ከመ ፡ ይሕንጽ ፡ ሐጽረ ፡
ድርሐት ፡ እምበ.ጸ. ፡ ሹደ ፡ ምሥጋረ ፡ ወእመስ ፡
ኮነት ፡ ቤት ፡ ሂተ ፡ ምሥጋረ ፡ ወእመ ፡ ኮነ ፡
ምክያድ ፡ እው ፡ ግብ ፡ ይኩን ፡ በእምጣነ ፡ ፅመ
ቶሙ ፡ ወለእመ ፡ ኮነ ፡ ሹቱ ፡ እመት ፡ ወማእ
ከለ ፡ ዘይትሰ ፡ ወበለስ ፡ ህቱ ፡ ምሥጋር ፡ ወዘ
ተርፋሰ ፡ ፅዐዋት ፡ ሹቱ ፡ ምሥጋር ።

ስለ ፡ መገንደቻና ፡ ለለ ፡ ቤት ፡ ሥራ ።

ቀን ፡ ቢይርስ ፡ ከጸና ፡ በኋላ ፡ ለእኔ ፡ ነውና ፡
ይገባኛል ። ብሠራት ፡ በውስጧም ፡ ውሀ ፡ ባስ
ተላልፍባት ፡ ውሉ ፡ ተሻረ ። ባለቤቱ ፡ ቀዳሚ ፡
ቢሆን ፡ ውሀ ፡ ከግባለፍ ፡ ሊከለከል ፡ እይገባ
ውም ። በዚች ፡ ውል ፡ ወድዶ ፡ ገዝቷልና ።

፳፯.፳፻ ፺ ክፍል ፡ ስለታጠረች ፡ መገንድ ፡ ስለአጥሯ ፡
ዓይነት ፡ ይናገራል ። ከመጸሕፍት ፡ ሁሉ ፡
በዚህ ፡ አንቀጽ ፡ የተጻፈ ፡ ነው ። እንዲሁም ፡ ከእ
ርሱ ፡ የተነሳ ፡ የጎረቤቱ ፡ መጎዳት ፡ የሚመጣ
በትን ፡ ግናቸውንም ፡ እያድስ ። የሚገባውን ፡
የማይሠራበት ፡ እግባብ ፡ ሁሉ ፡ ፀሥር ፡ ዓመት
ያህል ፡ ነው ። ይህም ፡ ለአሉት ፡ ነው ። ለመገን
ደኞችም ፡ እሩት ፡ አገር ፡ ለሃዱት ፡ ግን ፡ ኻያ ፡
ሃመት ፡ ነው ። ከመቀብር ፡ መገንደ ፡ በቀር ፡
ይቀራል ። ይችን ፡ የዘመነ ፡ ርዘቀት ፡ አያስቀራ
ትምና ። ይኸውም ፡ የታሰረ ፡ ሰው ፡ እስኪመ
ለስ ፡ ድረስ ፡ የመገናኛ ፡ ጊዜ ፡ ነው ። እእምሮ
ውን ፡ ያጣ ፡ ወይም ፡ ይዌ ፡ ሥራ ፡ ፈት ፡ ያደረ
ገው ፡ እስኪድን ፡ ድረስ ፡ ነው ። ከበደል ፡ ላይ ፡
የደረሰውን ፡ ሰው ፡ ከሚገባው ፡ ዘመን ፡ እያዘ
ገዩውም ። እግባብ ፡ ለእርሱ ፡ ያለው ፡ ሰው ፡
ሁሉ ፡ ይህ ፡ እግባብ ፡ ያለእርሱ ፡ የማይፈጸም
ለት ፡ ነው ።

፳፯.፳፻ ፺፩ የእገሩን ፡ ሚዳና ፡ መተላለፊያዎቹን ፡ ሊያ
ጠፋ ፡ ለማንም ፡ እይገባውም ፡ ይህን ፡ ያደረ
ገም ፡ ሊመልሳቸው ፡ ይገባዋል ። በቤትና ፡ በቤ
ት ፡ መካከል ፡ የልኩ ፡ ስፋት ፡ ከላይ ፡ እስከ ፡
ታች ፡ ሂ። ሚማ ፡ ይሁን ። ባሕሩን ፡ በዓይኑ ፡
ከማየት ፡ ጎረቤቱን ፡ ይክለክለው ፡ ዘንድ ፡ ለእ
ንድ ፡ ሰው ፡ እንኳ ፡ እይገባውም ። በሁለት ፡
ቤቶች ፡ መካከል ፡ መቶ ፡ ሚማ ፡ ያህል ፡ በኖር
ነው ፡ እንጂ ።

፳፯.፳፻ ፺፪ እጥር ፡ ሊያጥር ፡ የወደደ ፡ ሰው ፡ ሁሉ ፡ ከባ
ልንጀራው ፡ እንድ ፡ እርምጃ ፡ ይራቅ ። ቤት ፡
ብትሆን ፡ ግን ፡ ስባት ፡ እርምጃ ፡ የወይን ፡ መጥ
መቂያ ፡ ወይም ፡ ጉድጓድ ፡ ቢሆን ፡ ግን ፡ በጥ
ልቀታቸው ፡ ልክ ፡ ይሁን ። የውሀ ፡ ጉድጓድ ፡
ቢሆንም ፡ ሹ ፡ ክንድ ፡ በዘይትና ፡ በበለስ ፡ መካ
ከል ፡ ግን ፡ ሹ ፡ እርምጃ ፡ ይሁን ። በቀሩት ፡ እን
ጨቶች ፡ ግን ፡ ሹ ፡ እርምጃ ።

፩ሺ፩፻፶፫ ወተነሥተ፡ ውሳኔያት፡ ይደልዎሙ፡ ለፈ ታሕያን፡ ከመ፡ ይሕትተ፡ መጽሐፈ፡ ታሪኩሙ ወእምነ፡ ዘሀሎ፡ ከሠተ፡ ወዘልማድ ። ወእ መሰ፡ ፍኖት፡ እምርት፡ እምጽአተ፡ ድልቅልቅ ፡ እው ፡ እምርይተ ፡ ግይ ፡ እው ፡ ዘይመሰሎ ፡ ለዝንተ፡ ይደልዎ ፡ ለገዛእ ፡ ቅርብ ፡ ከመ ፡ ይሚጣ ፡ ንበ ፡ ዘኮነት ፡ ቦቱ ፡ ውለተ ፡ ምድሩ ። ወለዓዘቅተ ፡ ተሳትፎስ ፡ ይደልዎ ፡ ለኮሎ ፡ ለሰ ፩ዱ ፡ እሠንዮታ ፡ በዘይደሎ ፡ ወዘየሐንጽ ፡ ግን ደረ ፡ ብሊተ ፡ እይትዐይ ፡ እምወለፍ ፡ ዘተ ዳሚ ፡ ወእይከላእ ፡ እምነሩ ፡ ነጽሮ ፡ ብርሃን ፡ ወእነጽሮተ ፡ ባሕር ፡ ዘእንበለ ፡ በተሰናእዎ ።

፩ሺ፩፻፶፬ ከፍል ፡ ዘተወሰከ ፡ እምዘተነግረ ፡ በአብጥ ሊሰ ፡ ዘፍትሐ ፡ ምጣኔ ። ዘያነብር ፡ በፍኖት ፡ ምንተኒ ፡ ዘይከውን ፡ ለእሕሥሞ ፡ ይደሎ ፡ ለዳ ፡ ላዕሌሁ ፡ በዘገብረ ፡ ወፈድየ ፡ ነሱ ፡ ለዳ ፡ ለእመ ፡ ኮነ ፡ ግብር ፡ ነሱንታሁ ፡ ባሕተተ፡ ዘገ ብረ ። ወእመስ ፡ ኮነ ፡ መንፈቀ ፡ ገቢር ፡ ይኩን ፡ ዕዳሁ ፡ በመንፈቁ ፡ ወለእመ ፡ ኮነ ፡ ዛልእ ፡ ዘእ ገበሮ ፡ ለገቢረ ፡ ዝንተ ፡ ግብር ፡ እይደልዎ ፡ ዕዳ ። ወከማሁ ፡ ለእመ ፡ ኮነ ፡ ዘእገብሮ ፡ ገባ ሪሃ ፡ ለእሕሥሞ ፡ ወተካየይ ፡ በዘየ ፡ ወእምዘ ፡ ተከልእ ፡ እይደልዎ ፡ ዕዳ ፡ ወከማሁ ፡ ለእመ ፡ ኮነ ፡ ገብረ ፡ ዘንተ ፡ በምልከና ፡ ዘእሁ ።

፩ሺ፩፻፶፭ ወለእመ ፡ ጸነ ፡ እረፍት ፡ መንገል ፡ ፍኖት ፡ ወሰእልዎ ፡ ለበዓል ፡ ዘእሁ ፡ ከመ ፡ ይንሥቶ ፡ ወእሰምዑ ፡ ላዕሌሁ ፡ ወእነሠቶ ፡ በብዙን ፡ ዕድሜ ፡ እንዘ ፡ ይትከሀሎ ፡ ለነሣቶቱ ፡ ይደ ልዎ ፡ ዕዳሁ ፡ ለዘጠፍእ ፡ በድቀተ ፡ ዘእሁ ፡ እመሃ ፡ ነፍስ ፡ ወእመሃ ፡ ንዋይ ፡ ወእመሃ ፡ ኮነ ፡ ጸነቱ ፡ መንገል ፡ ሐጼር ፡ ይትነሠሃ ፡ በነ ሣቶቱ ፡ መላኬ ፡ ሐጼር ። ወሰእመ ፡ ኮነ ፡ እረ ፍት ፡ ዘተሳትፎ ፡ ማእከል ፡ ቮቱ ፡ ይደልዎ ፡ ፈድይ ፡ ማልሰተ ፡ እዲሁ ፡ ለዘጠፍእ ፡ ወዝንተ ነሱ ፡ ለእመ ፡ እተከልእ ፡ እምዘ ፡ ሥለጥ ፡ ከመ ፡ እይንሥትዎ ።

፩ሺ፩፻፶፮ ከፍል ፡ ዘይተልዎ ፡ ለዘተነግረ ፡ በዝንተ ፡ እንቀጽ ። ወምድርኒ ፡ እንተ ፡ እትበቀሳ ፡ በእ ንተ ፡ ተከልእተ ፡ ግይ ፡ እምነሃ ፡ እው ፡ ተነይ ሎተ ፡ ግይ ፡ ላዕሊሃ ፡ ወእይሰማዕ ፡ እምነሁ ፡ ቃል ፡ በእንተ ፡ ተሐንጾታ ፡ እለ ፡ ውለተ ፡

፩ሺ፩፻፶፫ ሰለውሳኔዎች ፡ ምርመራም ፡ የታሪካቸውን ፡ መጽሐፍ ፡ በግልጽ ፡ ካለውና ፡ ከልማድም ፡ ይመረምሩ ፡ ዘንድ ፡ ለዳኞች ፡ ይገባቸዋል ። የታወቀችው ፡ ጉዳና ፡ ከመነዋወጥ ፡ መምጣት ፡ ወይም ፡ ከውሀ ፡ መውረድ ፡ ወይም ፡ ይህን ፡ ከመሰለው ፡ የተነሣ ፡ ከተበላሸ ፡ በምድሩ ፡ ውስጥ ፡ ወደነበረችበት ፡ ሊመልሳት ፡ በቅርብ ፡ ላለው ፡ ባለቤት ፡ ይገባዋል ። ያንድነቱን ፡ የውሀ ፡ ጉድጓድ ፡ ሁሉም ፡ ለእያንዳንዱ ፡ በሚ ገባ ፡ ሊያሳምራት ፡ ይገባዋል ። ያረጅቸውን ፡ ቤት ፡ የሚሠራ ፡ ሰው ፡ ከጥንት ፡ ወሰኗ ፡ እይ ለፍ ፡ በመስማማት ፡ ካልሆነ ፡ በቀር ፡ ብርሃን ፡ ከማየት ፡ ጉረቤቱን ፡ አይከልከል ።

፩ሺ፩፻፶፬ ከፍል ። የልኩ ፡ ፍርድ ፡ በእብጥሊለ ፡ ከተ ነገረው ፡ የተጨመረ ፡ ነው ። ለጉዳት ፡ የሚሆ ነውን ፡ ግናቸውንም ፡ በንዳና ፡ የሚያኖር ፡ ሰው ፡ ባደረገው ፡ ሳይ ፡ ዕዳ ፡ ይገባዋል ። ሥራ ውን ፡ ሁሉ ፡ ብቻውን ፡ የሠራው ፡ ቢሆን ፡ ዕዳ ውን ፡ ሁሉ ፡ መከፈል ፡ ይገባዋል ። እኩሌታ ውን ፡ የሠራው ፡ ቢሆን ፡ ግን ፡ ዕዳው ፡ በግማሽ ይሁን ። ይህን ፡ ሥራ ፡ ለመሥራት ፡ ያስገደ ደው ፡ ሌላ ፡ ሰው ፡ ቢሆን ፡ ዕዳ ፡ እይገባውም ። እንደዚሁም ፡ ጥፋት ፡ አድራጊው ፡ ያስገደደው ፡ ቢሆን ፡ በዚያም ፡ ቢማግል ፡ ከዚያ ፡ በኋላ ፡ ቢከለከል ፡ ዕዳ ፡ እይገባውም ። ይህንም ፡ በግ ዛቱ ፡ ቢያደርግ ፡ እንደዚሁ ፡ ነው ።

፩ሺ፩፻፶፭ ዐጥር ፡ ወደጎዳና ፡ ቢያዘነብል ፡ ባለአጥሩን ፡ እንዲያፈርሰው ፡ ቢለምኑት ፡ ቢያዳኙበትም ፡ ግፍረሰ ፡ እየተቻለው ፡ በብዙ ፡ ቀን ፡ ባያፈ ርሰው ፡ በእርሱ ፡ መውደቅ ፡ በጠፋው ፡ ነገር ፡ ሁሉ ፡ ዕዳ ፡ ይገባዋል ። ነፍሱም ፡ ቢሆን ፡ ገንዘ ብም ፡ ቢሆን ፡ ማዘንበሉ ፡ ወደሌላው ፡ አጥር ፡ ቢሆን ፡ ያጥሩ ፡ ባለቤት ፡ እንዲያፈርሰው ፡ ይጠ ይቀው ። ያንድነቱ ፡ አጥር ፡ በሦስት ፡ ሰዎች ፡ መካከል ፡ ቢሆን ፡ የጠፋውን ፡ ሦስተኛውን ፡ እጅ ፡ ሊከፍል ፡ ይገባዋል ። ይህ ፡ ሁሉ ፡ እንዳያ ፈርሱት ፡ ሥልጣን ፡ ሲኖረው ፡ ባይከለከል ፡ ነው ።

፩ሺ፩፻፶፮ ከፍል ። በዚህ ፡ እንቀጽ ፡ የተነገረውን ፡ የሚ ከተል ፡ ነው ። ውሀ ፡ ከእርሷ ፡ ስለተከሰከለ ፡ ወይም ፡ ውሀ ፡ በእርሷ ፡ ላይ ፡ ስለተበረታታ ባት ፡ የማትጠቅም ፡ ምድርም ፡ ከዚህም ፡ የተ ነሣ ፡ ከእርሱ ፡ ይልቅ ፡ በቀረበች ፡ አገር ፡ ካሉ ፡

አንቀጽ ፡ ፵፯ ፡

ፀገር ፡ ዘቅርብት ፡ እምኔሁ ፡ ወዘኢየአምሩ ሎቲ ፡ መላኪ ፡ ዘይመልኮ ፡ ይደልም ፡ ለብአሲ ከመ ፡ ይትገበር ፡ ቦቲ ፡ ወይምልኮ ፡ ወዘሰ ቦቲ ፡ አሰረ ፡ ሥርዓተ ፡ ሕንጻ ፡ ይሕንጻ ፡ ወያ ሠኒ ፡ ጠፈሮ ፡ ወዘሰ ፡ እልቦቲ ፡ አሰረ ፡ ግብር ያሠኒ ፡ ሐጽረ ፡ ሳሰሊሁ ፡ ወይምበር ፡ ሎቲ ፡ አን ቀጸ ፡ ወለገራህትሰ ፡ ያውፅእ ፡ ወያሰተግኒ መራቲ ፡ ወያውግዝ ፡ ማየ ፡ ንዚሃ ፡ ወምዕቃላ ትኒ ፡ ወአንቅዕታት ፡ ይክርዩ ፡ ኪያዮን ፡ ወሰመ ዛግብትኒ ፡ ሥሐራት ፡ ከመ ፡ ያውፅእን ።

፩ሺ፩፻፺፯ ክፍል ፡ ወዘኢይትከፈል ፡ እምኡባያተ ፡ ዘእሁ ፡ ወይበተፍል ፡ በተከፍሎቲ ፡ በቀኑዓት ፡ እንተ ፡ ገብርዋ ፡ በእንቲአሃ ፡ ዘከመ ፡ ዜተ ብለኒ ፡ ወአቶን ፡ ወማሕረፅ ፡ ወዓዘቅት ፡ ለእመ ፡ ፈቀደ ፡ ፩ዱ ፡ እምተላታፍያን ፡ ውሰ ቲቲ ፡ ከመ ፡ ያሣዮ ፡ ክፍል ፡ ዘእሁ ፡ ዘአመር ፡ እው ፡ ያለተሰለቦ ፡ ይደልም ፡ ለተሳታፊ ፡ በተ ግያሎተ ፡ ዘእሁ ፡ እው ፡ በተዓለቦቲ ፡ በዘይ ደልም ፡ ወውላኔሰ ፡ እንተ ፡ ተሰነአዉ ፡ ላዕ ለሃ ፡ በተግያሎ ፡ እው ፡ በተዓለቦ ፡ ምስለ ፡ ካልእ ።

፩ሺ፩፻፺፰ ወለእመ ፡ አእመረ ፡ ውንደገ ፡ ይደልም ፡ ለጎሩ ፡ ዘይትላጻቅ ፡ ከመ ፡ ይንግእ ፡ ወዘተግየ ጠሂ ፡ ከመ ፡ ያቅም ፡ ለጸንሳን ፡ ሎቲ ፡ ይደሉ ፡ ወእሰሰ ፡ ኢዘከርናዎመ ፡ ይትዘረዩ ፡ ወዘይደ ልም ፡ እምሎቲፋን ፡ በእምጣን ፡ ከፍሎመ ፡ ወእምዝ ፡ ለእግዋር ፡ እለ ፡ ልጹቃን ፡ በእም ጣን ፡ መፍቅዶመ ፡ ዘይፈቅዱ ።

፩ሺ፩፻፺፱ ወለእመ ፡ ተሰነአዉ ፡ መላኪ ፡ ምስለ ፡ ካልእ እምቀዳማዊ ፡ ወእመ ፡ ኮን ፡ ቀዳማዊ ፡ ዘአሰምዕ በተግያሎቲ ፡ ላዕለ ፡ ፩ዱ ፡ እምተሰነአዉያን ፡ በፈቃዶመ ፡ በእንተ ፡ ተሰናእዎተ ፡ ግሩዮ ፡ ወውሳኔያት ፡ እው ፡ አቀመ ፡ ከመ ፡ ውእቲ ፡ እይሁብ ፡ እምቅድመ ፡ ተሰናእዎ ፡ ለካልኡ ፡ በጠለት ፡ ተሰናእዎቲ ፡ ዘምስለ ፡ ካልእ ፡ ወይ ለም ፡ ሎቲ ፡ ወለእመ ፡ ኢተጠየቀ ፡ ስምዕ ፡ ቃልኒ ፡ ቃለ ፡ ቀዳማዊ ፡ ዘተግየጠ ፡ ምስለ ፡ መሐላሁ ።

፩ሺ፪፻ ወለእመ ፡ ተደግረ ፡ ተሰናእዎቲ ፡ ለቀዳማዊ ፡ እምድግረ ፡ እእምሮቲ ፡ ዘአንበለ ፡ ምክንያት ፡ ከሁት ፡ ተበርፀ ፡ ቅድምናው ፡ ወከማው ፡ ተኳ

ሰለ ፡ መንገዶችና ፡ ሰለ ፡ ቤት ፡ ሥራ ።

ሰዎች ፡ ለለመሠራቷ ፡ ቃል ፡ የማይሰማማዝ ትን ፡ ገንዘብ ፡ የሚያደርገው ፡ ባለቤቱን ፡ የማ ይአውቀለት ፡ መራትን ፡ ለለው ፡ ሊያርሰው ፡ ገንዘብ ፡ ሊያደርገው ፡ ይገባዋል ። የሕንፃ ፡ ሥር ዓት ፡ ፍለጋ ፡ (ዛድማ) ፡ ያለበትን ፡ ግን ፡ ይሥ ራው ። ጠፈሩንም ፡ ያሳምር ። የሥራ ፡ ፍለጋ ፡ (የጭንት ፡ ዛድማ) ፡ የሌለውን ፡ ግን ፡ እጭን ፡ ያሳምር ። ዘርም ፡ ያውጣለት ፡ እርሻዋን ፡ ግን ፡ ያውጣት ፡ (ይላጋት) ፡ መራቷንም ፡ ያሳምር ። (ያለሰለሰ) ፡ ውሀ ፡ የግባለት ፡ ረግረጎችና ፡ ምን ሎች ፡ ቢሆኑ ፡ እነርሱን ፡ ይቆፍሩ ። የተሠወ ሩ ፡ ድልቦችንም ፡ እንዲያወጧቸው ፡ ይሁን ።

፩ሺ፩፻፺፯ ክፍል ፡ ከቤቶቹ ፡ የማይክፈለውን ፡ ይናገ ራል ፡ ስለመክፈሉ ፡ በእርሷ ፡ ያደረጉት ፡ ጥቅ ም ፡ ይቀራል ። ይኸውም ፡ እንደ ፡ ውሸባ ፡ ቤት ፡ እንደ ፡ ማድቤት ፡ እንደ ፡ ወፍራሙ ፡ እንደ ፡ ውሀ ፡ ጉድጓድ ፡ ያለ ፡ ነው ። ከሸሪኮቹ ፡ እንዲገ ያታወቀ ፡ ድርሻውን ፡ ሊሸጥ ፡ ወይም ፡ ሊያከራ የው ፡ ቢወድ ፡ መግዛቱ ፡ ወይም ፡ በሚገባ ፡ መከራየቱ ፡ ለሸሪኮ ፡ ይገባዋል ። ውሳኔሰ ፡ በመ ግዛት ፡ ወይም ፡ በመከራየት ፡ ከሌላ ፡ ጋር ፡ በእ ርሷ ፡ ላይ ፡ የሚሰማሙት ፡ ነው ።

፩ሺ፩፻፺፰ እውቆ ፡ ቢተው ፡ በቅርብ ፡ ላለ ፡ ጎረቤቱ ፡ ሊወስድ ፡ ይገባዋል ። የገዛውም ፡ ሰው ፡ ሰችግ ረኞች ፡ ሊሰጥ ፡ ይገባዋል ። ያልጠቀሰናቸው ፡ ግን ፡ ይተካከሉ ። የሚገባውም ፡ ከሸሪኮች ፡ በየ ድርሻቸው ፡ ልክ ፡ ነው ። ከዚህም ፡ በኋላ ፡ በቅርብ ፡ ላሉ ፡ ጎረቤቶች ፡ በሚሹት ፡ መፍ ቅዳቸው ፡ ልክ ፡ ነው ።

፩ሺ፩፻፺፱ ባለገንዘብ ፡ የፈተኛውን ፡ ትቶ ፡ ከሌላ ፡ ጋራ ፡ በሰማማ ፡ የመጀመሪያው ፡ ስለዋጋውና ፡ ስለ ፡ ጡሉ ፡ በፈቃዳቸው ፡ ከተሰማሙት ፡ በእ ንዱ ፡ ላይ ፡ መግዛቱን ፡ በያሰማ ፡ ወይም ፡ ከሌ ላው ፡ ጋር ፡ ከመሰማማቱ ፡ በፊት ፡ እርሱ ፡ እን ደማይሉጭ ፡ በወሰን ፡ ከሌላው ፡ ጋር ፡ መሰማ ማቱ ፡ ቀረች ። ለእርሱም ፡ ተገባው ፡ ምስክሩ ፡ ባያረጋግጭ ፡ ቃሉ ፡ ከመሐላው ፡ ጋራ ፡ የገዛው ፡ የመጀመሪያው ፡ ለው ፡ ቃል ፡ ነው ።

፩ሺ፪፻ ካወቀ ፡ በኋላ ፡ ያለ ፡ በቀ ፡ ምክንያት ፡ የመጀመ ሪያው ፡ ለው ፡ ለምምንት ፡ ወደኋላ ፡ ቢል ፡ ቀዳ ሚኑቱ ፡ ቀረ ። ከሰም ፡ ያለ ፡ በቀ ፡ ምክንያት ፡

ንኖሂ ፡ ለእመ ፡ ተደኅረ ፡ ዘእንበለ ፡ ምክንያት ፡
ከሙት ፡ ወለእመ ፡ ሞተ ፡ ቀዳማዊ ፡ በጠለ ፡
ቅድምናሁ ፡ ወፅዱ ፡ እምተሰነእውያን ፡ ለእመ ፡
ሞተ ፡ እኮ ፡ ዘትብጥል ።

ወደኋላ ፡ ቢል ፡ እንደዚሁ ፡ ነው ። መጀመሪያው
ሰው ፡ ቢሞትም ፡ ቀዳሚነቱ ፡ ይቀራል ። ከተ
ሰማሙት ፡ እንዱ ፡ ቢሞት ፡ የምትቀር ፡ እይደ
ለችም ።

አንቀጽ ፡ ፴፱ ፡ ወ፴፰ ።

በእንተ ፡ ልቃሕ ።

፩ሺ፪፻፩ ተሰናእምሰ ፡ ዘልቃሕ ፡ ይደሉ ፡ ማእከለ ፡ ብወ
ሓን ፡ በእስተዋሕጎ ፡ ዝኩ ፡ ንዋይ ፡ ወኢትከ
ውን ፡ እማነ ፡ ዘእንበለ ፡ በላሶለ ፡ ንዋይ ፡
እሙር ፡ በመድሎት ፡ ቅወም ፡ ወበምጣኔ ፡
እምረባኅ ፡ እሙር ፡ እመሂ ፡ በዲናራት ፡ እው ፡
በካልእ ፡ እምዘንቱ ።

፩ሺ፪፻፪ ወጹሉእ ፡ ወእቱ ፡ ወረቦ ፡ ረባኅ ፡ ለ፩ዱ ፡ በመ
ንፈቀ ፡ ያታ ፡ ወረባኅ ፡ መንፈቀ ፡ ያታ ፡ ለካ
ልእ ፡ ፈረቦሙ ፡ እምተጋእዞ ።

፩ሺ፪፻፫ ወእይደሉ ፡ ሥርዓተ ፡ ተሰናእም ፡ በዕድሜ ፡
ዘእይደሉሉ ፡ ገባሪ ፡ እምድኅራሃ ፡ ወይከውን ፡
ሥርዓተ ፡ ተሰናእም ፡ በዕድሜ ፡ ዘይወይጡ ፡
እምድኅራሁ ።

፩ሺ፪፻፬ ወይይልም ፡ ለተገባሪ ፡ ከመ ፡ ያስተጋብእ ፡
ወያስተዋሕጎ ፡ ከመ ፡ መጋቢ ፡ ወእይደሉሉ ፡
በዘይፈይፍድ ፡ እምሳጠ ፡ ምሳሌ ፡ ዘልማይ ፡
ወይጥ ፡ ወእይደሉሉ ፡ በዘየሐጽጽ ፡ እምኔሃ ፡
በከመ ፡ ልማይ ፡ ንግድ ፡ ወኢ ፡ በሳጠ ፡
ሶድሜ ፡ ዘእንበለ ፡ ትሕቢት ፡ ወእንዝ ፡ እንተ ፡
ትትረከብ ፡ ፅብጠቱ ፡ እምሳሌ ፡ ወእቱ ፡
ወእ ፡ ዘእንበለ ፡ ሳሉ ፡ ከሙት ፡ ወእይደሉሉ ፡
ቦቱ ፡ ለንፍሱ ፡ በሳጠ ፡ ወበተሳይጦ ፡ ወእይ
ትለቃሕ ፡ እምኔሁ ፡ ወእይደሉሉ ፡ ቦቱ ፡ በዘ
ይፈይፍድ ፡ እምጥንተ ፡ ንዋይ ፡ ልቃሕ ፡
ወዝንቱ ፡ ነሉ ፡ ይደሉ ፡ በትእዛዘ ፡ እግዚእ ፡
ንዋይ ።

፩ሺ፪፻፭ ወዘሂ ፡ እስተዋሕጎ ፡ ከይሁ ፡ በውስተ ፡ ነገድ ፡
በከመ ፡ ተሰነእው ፡ በበይናታዮሙ ፡ ወእመሰ ፡
ኢቀደመ ፡ ከዋይ ፡ ውሳኔ ፡ ይኩን ፡ በእምጣነ ፡
ተከፍሎቱ ፡ ለረባኅ ፡ ወለእመ ፡ አልቦቱ ፡ ረባኅ
ይኩን ፡ እምንዋይ ።

፩ሺ፪፻፮ ወመስተገብርሰ ፡ ምእመን ፡ እግዚእ ፡ ንዋይ ፡
ወእቱ ፡ ከመ ፡ መጋቢ ፡ ወቃልኒ ፡ ዘእሎ ፡

አንቀጽ ፡ ፴፰ ።

ሰለ ፡ ብድር ፡ ይናገራል ።

፩ሺ፪፻፩ የብድር ፡ ስምምነት ፡ ግን ፡ ያንን ፡ ገንዘብ ፡ በማ
ወጣጣት ፡ መብት ፡ ባላቸው ፡ ሰዎች ፡ መካከል ፡
ይገባል ። በታወቀ ፡ ገንዘብ ፡ ላይ ፡ በቀዋሚ ፡
ሚዛን ፡ ከታወቀ ፡ ትርፍም ፡ በልክ ፡ ካልሆነ ፡
ወይም ፡ ከዚህ ፡ በሌላ ፡ ቢሆን ፡ እውነተኛ ፡
እይሆንም ።

፩ሺ፪፻፪ ከክርክር ፡ የተነሣ ፡ ፈርተው ፡ በዓይነቱ ፡ እኩ
ሌታ ፡ ለእንዱ ፡ ትርፍ ፡ መሥራት ፡ ለሌላውም
የዓይነቱን ፡ እኩሌታ ፡ ትርፍ ፡ መሥራት ፡ የተ
ጠላ ፡ ነው ።

፩ሺ፪፻፫ ከእርሷ ፡ በኋላም ፡ ነጋዴ ፡ በማይሸጥባት ፡
ቀን ፡ የስምምነት ፡ ደንብ ፡ ማድረግ ፡ እይገ
ባም ። ከእርሱ ፡ በኋላ ፡ በሚሸጡበት ፡ ቀን ፡
ግን ፡ የስምምነት ፡ ደንብ ፡ ማድረግ ፡ ይሆናል ።

፩ሺ፪፻፬ ለሠራተኛው ፡ (ሰነጋዴ) ፡ ሹም ፡ እንደመሆኑ ፡
ሊያወጣጣ ፡ ሊሰበሰብም ፡ ይገባዋል ። በመሸጥ ፡
ልማድ ፡ ከምሳሌ ፡ ዋጋ ፡ በሚበልጥ ፡ እይግዛ ።
እንደ ፡ ንግድ ፡ ልማድ ፡ ከእርሷ ፡ በሚያንሰ ፡
በዚህም ፡ እምሳሌ ፡ በዋስትናና ፡ ይሁታው ፡
በሚገኝ ፡ መያዣ ፡ ካልሆነ ፡ በቀር ፡ ወይም ፡
በታወቀ ፡ ዋጋ ፡ ካልሆነ ፡ በቀር ፡ በቀጠሮ ፡
(በዱቤ) ፡ ዋጋ ፡ እይሸጥ ። በመሸጥና ፡ በመግ
ግዛት ፡ ለራሱ ፡ እይጠቀምበት ። ከእርሱም ፡
እይበደር ። ከብድር ፡ ገንዘብ ፡ ተቀማጭ ፡ በሚ
በልጥ ፡ እይግዛበት ፡ ይህ ፡ ሁሉ ፡ በባለገንዘቡ ፡
ትእዛዝ ፡ ሊሆን ፡ ይገባል ።

፩ሺ፪፻፭ በንግድ ፡ ጊዜ ፡ ያወጣሉት ፡ ገንዘብም ፡ እርስ ፡
በእርሳቸው ፡ እንደተሰማሙ ፡ ይሁን ። የውል ፡
ሁኔታ ፡ ባይቀድም ፡ ግን ፡ በትርፍ ፡ እከፋፈል ፡
ልክ ፡ ይሁን ። ትርፍ ፡ ባይኖርም ፡ ከገንዘቡ ፡
(ከዓይነቱ) ፡ ይሁን ።

፩ሺ፪፻፮ የታመነ ፡ ሠራተኛሱ ፡ (ነጋዴሱ) ፡ እስተዳዳሪ ፡
እንደመሆኑ ፡ የገንዘብ ፡ ጊዜ ፡ ነው ። ከመሸ

አንቀጽ : ፴፱ ።

ውህቱ : በዘፈቀደ : እምን : ሣ፡፡ ወተሳሰብ : ወእምን : ረባህ : ወእንጉሎ : ወምጣኔ : ረባህ ስ : ወሥርወ : ንዋይ : ለእመ : እቆመ : ስምዐ : ጥያቄ : ዘያበጥል : ቃሎ ። ወቀዳሚኒ : በእጽሕፎ : ስምዕ : በሥርወ : ንዋይ : ወከፊላ : ረባሕ : ወሥርዓተ : ውሳኔ ።

፩ሺ፪፻፶ ወለበዓለ : ንዋይ : ያደልዎ : ከመ : ያሥርወ : በገዜ : ፈቀደ : ወከማሁ : ተገባሪኒ : ለእመ : ተክዘሎ : ለበዓለ : ንዋይ : ከመ : ያስተዋዕለ : በንዋዩ : እው : ከመ : ያሳም : ላዕሊሁ : ተገባሪ : ካልእ ። ወለእመ : ሞተ : ሄዱ : አምኔ ሆሙ : እው : ንጥእ : ልበ : ተሥዕረ : ተሰናእዎ ።

፩ሺ፪፻፷ ወያደሉ : ተከፍሎተ : ንዋይ : ዘበበያታሁ : ወለእመ : ጎሠሠ : ሄዱ : አምኔሆሙ : ወያጠ : አምቅድመ : ያትካፈሉ : ደለው : ሠይጥ ። ወእመኒ : ኮን : አምንዋዩ : ልቃሕ : ዕዳ : ያለዎ : ለተገባሪ : ከመ : ያፍዳ : ወለእመ : ሀሎ : ላዕለ : ስቃሒ : ከዊን : ልቃሕ : ያደልዎ : ከመ : ያፍዳ : አምቅድመ : ነሱ ።

ሰለ : መታመን ።

ሞና : ከመግዛት : ከትርፍና : ኪሣራ : በወደደ : ገንዘብ : የትርፍ : ልክና : የንገንዘቡ : ዓይነትም ቃሎን : የሚያፈርሰ : የማስረጃ : ምስክር : ካላ ስመሰከረ : ነገሩ : የእርሱ : ነው ። መጀመሪያም : በገንዘቡ : ዓይነትና : በትርፍ : እከፋፈል : በውሉም : ደንብ : ምስክር : በማጻፍ : ነው ።

፩ሺ፪፻፷ ዓለገንዘብም : በወደደ : ገዜ : ሊሸር : ያገባዋል ። ሠራተኛም : (ነጋዴ) : ለባለገንዘብ : በገንዘቡ : ሊያወጣጣ : ወይም ሌላ : ሠራተኛ : ሊሾም : በቻለው : እንደዚሁ : ነው ። ከእነርሱ : እንዲ : በሞት : ወይም : አእምሮውን : በያጣ : ስምምነቱ : ፈረሰ ።

፩ሺ፪፻፸ የገንዘቡም : እከፋፈል : በያይነቱ : ሊሆን : ያገባል ። ከእነርሱ : እንዲ : ከመካፈላቸው : እስቀድሞ : ሊሾጥ : በፈልግ : መሾጥ : ተገባው ። ከብድሩም : ገንዘብ : በሆን : ለሠራተኛው : (እነጋዴው) : ዕዳ : ተገባው ። ባበዳሪ : ላይ : የብድር : ሁኔታ : በኖርበት : ከሁሉ : አስቀድሞ ። ሊከፍል : ያገባዋል ።

አንቀጽ : ፵፱፻፲፭ ፡

በእንተ : ተአምኖ ።

፩ሺ፪፻፱ ወውህቱ : ሆቱ : እከፋል ። ከፍል : ቀዳማዊ : ለእመ : ተእመን : አሳንዘ : ብጹሐ : አምጣን : በንጹሕ : በእበሳሁ : ያለዎ : ንስሐ : በእንቲአሁ : እመኒ : በንዋይ : ያደልዎ : ፈድዮቱ ።

፩ሺ፪፻፺ ወለዘሰ : ሀሎ : ታሕተ : ምግብ : በእንተ : ናእሱ : እው : በእንተ : ዕበዱ : እይከውን : እማን : ተአምኖተ : እበሳሆሙ : ወእ : በነሣእ : ንዋይ : ወላዕለ : ወቃሲ : ያደሉ : አቅሞተ : ሰማዕት : በምጣኔ : አካል : ወበልቡ ናሁ ። ወለዘሰሎ : ታሕተ : ምግብ : በካልእ : እምገንቱ : ያከውን : እማን : ተአምኖቱ : በወያደልዎ : ነሱን : ተማገጽ ። ወለእመ : ኮን : ዘታሕተ : ምግብ : ሀብደ : እይከውን : እማን : ተአምኖቱ : በንዋይ : በእንተ : ዕበደ : ዘእሁ ።

አንቀጽ : ፵፱ ።

ሰለ : መታመን : ያናገራል ።

፩ሺ፪፻፱ ያኸውም : እራት : ከፍል : ነው ። መጀመሪያ : ከፍል : አካለ : መጠን : ያደረሰ : ራሱን : የቻለ ሰው : በንጹሕ : ዘይሉን : በያምን : ስለዚህ : ንስሐ : ተገባው : በገንዘቡም : በሆን : መከፈል : ያገባዋል ።

፩ሺ፪፻፺ ሰለ : ልጅነቱ : ወይም : እእምሮውን : ስለማጣቱ : በመተዳደር : ሥር : ያለ : ግን : በይሉን : ወይም : ገንዘብ : መውሰዱን : ማመኑ : እውነት : አይሆንም ። ለተከራካሪውም : አካለ : መጠን : በማድረሱና : በአእምሮው : መያዳደል : ምስክር : መጥራት : ያገባዋል ። ከዚህ : በሌላ : ከአስተዳደር : በታች : ላለ : ሰው : የቅጣት : ፍርድ : በሚገባው : ገንዘብ : መታመኑ : አውነት : ያሆናል ። ከአስተዳደር : በታች : ያለው : ሰው : እእምሮውን : ያጣ : በሆን : በገንዘቡ : መታመኑ : እእምሮውን : ስለማ

፳፱.፪፻፲፩ ወለእመ ፡ ኮነ ፡ በኃላ ፡ ሰዳ ፡ ዘንጥእ ፡ ፈደዮ ፡
ዘእሃ ፡ ያለዎ ፡ ተእምኖ ፡ በንዋይ ፡ ወእይደሉ ፡
ቀዋም ፡ ቡቱ ፡ በጊዜ ፡ እላ ፡ እምድግረ ፡ ፈደዮ ፡
ሶዳ ፡ ዘቀዳማዋ ፡

፳፱.፪፻፲፪ ወለገብርኒ ፡ ይከውን ፡ እማን ፡ ተእምኖቱ ፡
በንዋይ ፡ ወለእመ ፡ ኮነ ፡ ዘእያበውሕዎ ፡ ይደ
ልዎ ፡ ሶዳ ፡ እምድግረ ፡ ግብዛኑ ። ወለእመ ፡ ኮነ ፡
ብውሐ ፡ ውስተ ፡ ተገብሮ ፡ እንተ ፡ አስተባ
ውሐ ፡ ሎቱ ፡ ውስቱታ ፡ እግዚእ ፡ ይደልዎ ፡
ፈደዮ ፡ ሶዳዑ ፡ ለእግዚእ ። ወለእመ ፡ ኮነ ፡
ውስተ ፡ ካልእታ ፡ ያለዎ ፡ እምረባኑ ፡ ወለ
እመ ፡ እኮነ ፡ ሎቱ ፡ ረባን ፡ ያለዎ ፡ እምድግረ ፡
ግብዛኑ ።

፳፱.፪፻፲፫ ወዳግማዊኒ ፡ ዘይትእመን ፡ ሎቱ ፡ ለእመ ፡
ኮነ ፡ ጠቢብ ፡ ትእዛዙ ፡ ከመ ፡ ኤይክላእ ፡ ወእ
ዩሐሮ ፡ ዘተእመን ፡ ወለእመ ፡ እኮነ ፡ ለባዌ ፡
ትእዛዙ ፡ ከመ ፡ ይኩን ፡ እምዘይትበድስ ፡ በዙተ
እመንዎ ፡ ቡቱ ፡ ሎቱ ። ወዘእይፈትድ ፡ በእንተ
ተወክፎ ፡ ዘተእመንዎ ፡ ሎቱ ፡ ያስተጋብእ ፡
ጋእዘ ፡ ዘከመ ፡ ውስተ ፡ ከርግ ፡ ብእሶት ።
ወዙተእመን ፡ ለሰንሰ ፡ ንዋይ ፡ እምርስት ፡ እው
ትእዛዝ ፡ እንተ ፡ ተጋሕራ ፡ ቆመ ፡ ሎቱ ፡ ለእመ
ተወልደ ፡ ሕያወ ፡ ለንእሰኒ ፡ ወለዙብድ ፡ ዘተ
አመን ፡ ሎመ ፡ በንዋይ ፡ ቆመ ፡ ሎመ ። ወለገብ
ርኒ ፡ ዘተእመን ፡ ሎቱ ፡ ንዋይ ፡ ይከውን ፡ ለእግ
ዚእ ። ወለእመ ፡ ተእመን ፡ ንዋይ ፡ ለምኔት ፡
ድልው ፡ ለእለ ፡ ይነብሩ ፡ ውስቱታ ።

፳፱.፪፻፲፬ ግልሰኒ ፡ ዘይትእመን ፡ ቡቱ ፡ ወዘንቀኒ ፡ አኮ፡
እምተክበሎቱ ፡ ከመ ፡ ይኩን ፡ ከሙተ ፡ ወእም
ሎክ ፡ ለተእማኒ ፡ እሰመ ፡ ውእቱ ፡ ይከውን ፡
እማን ፡ ተእምኖ ፡ በወብድ ፡ ወበዘእይትመ
ለክ ፡ እላ ፡ ለእመ ፡ እኮነ ፡ መላክ ፡ በጠለ ፡
ተእምኖቱ ፡ ቡቱ።እሰመ ፡ ውእቱ ፡ ሰበ ፡ ይቤ ፡ ዓበ
ድዮ ፡ እንተ ፡ ይእቱ ፡ ዘእቀንዶ ፡ በውስተ ፡ እደዎ ፡
ይእቱ ፡ እምሥርዓተ ፡ ውሳኔ ፡ ለእገሌ ፡ እይ
ኩን ፡ እሰመ ፡ እኮነ ፡ ሎቱ ፡ ምልክተ ፡ እይ
ኩን ፡ ለግብር ፡ ዘከመ ፡ ምልክኖቱ ፡ ሎቱ ፡ ምል
ክኖ ፡ ካልኡ ፡ እላ ፡ ይሰንእው ። ከመ ፡ ይኩን ፡
ውስተ ፡ እደዎ ፡ ወሥርዓቱ ፡ እሰመ ፡ ውእቱ ፡
ለእመ ፡ ተእመን ፡ በግብዛኑ ፡ ገብር ፡ ዘውስተ ፡
እደ ፡ ካልኡ ፡ ኤይክውን ፡ እማን ።

፳፱.፪፻፲፭ ራብሰኒ ፡ ቃለ ፡ ተእምኖት ፡ ወኖኅሬ ፡ ቃልሰ ፡

ጣቱ ፡ እውነት ፡ አይሆንም ።

፳፱.፪፻፲፩ ሶዳ ፡ ያለበት ፡ ሰው ፡ እርሱን ፡ ለመክፈል ፡
ያጣ ፡ ቢሆን ፡ በገንዘቡ ፡ ማመን ፡ ይገባዋል ።
ያንጊዜ ፡ ሊያሰገድዱት ፡ እይገባም ። የመጀመሪ
ያውን ፡ ሶዳ ፡ ከክፈለ ፡ በኋላ ፡ ነው ፡ እንጂ ።

፳፱.፪፻፲፪ ባረዶ ፡ በገንዘብ ፡ መታመን ፡ ስሙንት ፡ ያሆ
ናል ። ሥልጣን ፡ ያልሰጡት ፡ ቢሆን ፡ ግን ፡ ከነ
ዓነቱ ፡ በኋላ ፡ ሶዳ ፡ ይገባዋል ። ጌታው ፡ በፈቀ
ደለት ፡ ሥራ ፡ ውስጥ ፡ የወለጠነ ፡ ቢሆን ፡
ሶዳውን ፡ ሊከፍልለት ፡ ለጌታው ፡ ይገባዋል ።
በሌላዋ ፡ ቢሆን ፡ ግን ፡ ከትርፉ ፡ መክፈል ፡
ተገባው ፡ ትርፍ ፡ ባይኖረው ፡ ከነዓነቱ ፡ በኋላ ፡
ሊከፍል ፡ ተገባው ።

፳፱.፪፻፲፫ ሁለተኛውም ፡ የሚታመኑለትን ፡ ይናገራል ።
ዘዋቂ ፡ ቢሆን ፡ ትእዛዙ ፡ እንዳይከለክል ፡ ያመ
ነውን ፡ እንዳይዋሸ ፡ ነው ። ዐዋቂ ፡ ባይሆንም ፡
ትእዛዙ ፡ እርሱን ፡ ባመኑበት ፡ ገንዘብ ፡ ከሚጠ
ቀምበት ፡ ወገን ፡ ይሆን ፡ ዘንድ ፡ ነው ። ያመኑ
ለትን ፡ ለመቀበል ፡ የማይሻ ፡ ጭብ ፡ ክርክርን ፡ ይ
ይሰበሰባል ። ይኸውም ፡ በሴት ፡ ማንዎን ፡
እንዳለ ፡ ያለ ፡ ነው ። ለጽንሰ ፡ ክርስት ፡ የታ
መን ፡ ገንዘብ ፡ ወይም ፡ የተጻፈ ፡ ትእዛዝ ፡
ሕያው ፡ ሁኖ ፡ ቢወለድ ፡ ጻናለት ፡ ለትንሸና ፡
ላለዋቂም ፡ በገንዘብ ፡ ያመኑላቸው ፡ ጻና
ላቸው ። ለባረዶም ፡ የታመኑለት ፡ ገንዘብ ፡ ለጌ
ታው ፡ ያሆናል ። ለገዳምም ፡ ገንዘብ ፡ ቢታ
መን ፡ በውስጡ ፡ ለሚኖሩ ፡ ሰዎች ፡ ይገባል ።

፳፱.፪፻፲፬ ሦስተኛውም ፡ የሚታመኑበትን ፡ (ገንዘብ) ፡
ይናገራል ። ይህም ፡ ከታማኝ ፡ ከችሎቱ ፡ የተ
ነጣ ፡ የተገለጸና ፡ የተገዛ ፡ ይሆን ፡ ዘንድ ፡ እይ
ደለም ። አእምሮውን ፡ በእጣና ፡ በማያዘዝ ፡
ዘንድ ፡ መታመን ፡ እውነት ፡ ያሆናልና ። ባለገ
ንዘብ ፡ ባይሆን ፡ በእርሱ ፡ ማመን ፡ ፈረሰ ፡
እንጂ ። ከውሳኔ ፡ ሥራት ፡ የተነጣ ፡ በእጁ ፡
ውስጥ ፡ ያለች ፡ የማስተዳድራት ፡ ቦታዬ ፡
ናትና ፡ ለእገሌ ፡ ሸፊለታለሁ ፡ ቢል ፡ አይሁን ።
ገንዘቡ ፡ እይደለችምና ። የሌላውን ፡ ገንዘብ ፡
እንደ ፡ ገንዘቡ ፡ እድርጎ ፡ በግድ ፡ አይሁን ።
በእጁና ፡ በሥርዓቱ ፡ ይሆን ፡ ዘንድ ፡ ይሰማማ ፡
እንጂ ። በሌላ ፡ ሰው ፡ እጅ ፡ ባለ ፡ በባረዶ ፡ ነፃ
ነት ፡ ቢታመን ፡ የታመን ፡ እይሆንምና ።

፳፱.፪፻፲፭ አራተኛውም ፡ ስለ ፡ መተማመን ፡ ቃል ፡ ይና

አንቀጽ ፡ ፵፱ ።

ዙተአመን ፡ ሳዕል ፡ ነፍሱ ፡ ወይቤ ፡ ዘእንሊ ፡ ሳዕሊያ ፡ አው ፡ በኅዜያ ፡ አው ፡ ዕዳ ፡ በርእሰየ ፡ አው ፡ አው ፡ ይቤ ፡ ካልእ ፡ ሊተ ፡ በሳዕሊው ፡ አው ፡ በኅዜው ፡ አው ፡ ዕዳ ፡ በርእሱ ። ወለአመ ፡ ውኦቱ ፡ ይቤ ፡ ሎቱ ፡ በሳዕሊያ ፡ አው ፡ በኅዜያ ፡ አው ፡ ዕዳ ፡ በርእሰየ ፡ አው ፡ መጽወትኩ ፡ አው ፡ አን ፡ ተአማኒ ፡ ቡቱ ፡ አው ፡ አንሰ ፡ ዘኢ ያክሕድ ፡ ቡቱ ፡ አው ፡ አው ፡ አው ፡ ዘይመ ሰሎ ፡ ለገንጉቱ ፡ ከሙት ፡ በኅዜ ፡ ሰብክ ፡ ወዘንቱ ፡ ነቱ ፡ ውኦቱ ፡ ተአምኖ ። ወለአመ ፡ ይቤ ፡ አን ፡ አአምን ፡ ኪያው ፡ ወኢያክሕድ ፡ ውኦቱኬ ፡ ተአምኖት ፡ በተአምኖ ፡ ዘይመጽኦ ። ወለአመ ፡ ይቤ ፡ ንማእ ፡ አው ፡ ድሉ ፡ አው ፡ ረጽም ፡ በዘይደሉ ፡ ወዘንጉቱ ፡ ኢያደሉ ፡ ከመ ፡ ያኩን ፡ አምፍኖተ ፡ ሰላት ፡ ወተአምኖቲኒ ፡ ኢያሣኒ ።

ስለ ፡ መታመን ።

ገራል ። በራሱ ፡ ላይ ፡ የታመነው ፡ የታል ፡ ትርጓሜ ፡ ግን ፡ እንደዚህ ፡ ነው ። የአገሌ ፡ ገንዘብ ፡ በእኔ ፡ ላይ ፡ ነው ፡ ወይም ፡ በእኔ ፡ ዘንድ ፡ ነው ። ወይም ፡ ዕዳ ፡ በራሴ ፡ አለብኝ ፡ ቢል ፡ ወይም ፡ ሌላው ፡ ለኔ ፡ በርሱ ፡ ላይ ፡ ወይም ፡ በእርሱ ፡ ዘንድ ፡ ዕዳ ፡ በራሱ ፡ አለበት ፡ ቢል ፡ እርሱም ፡ የእርሱ ፡ ገንዘብ ፡ በእኔ ፡ ላይ ፡ ወይም ፡ በእኔ ፡ ዘንድ ፡ ነው ። ወይም ፡ ዕዳ ፡ በራሴ ፡ አለብኝ ፡ ቢል ፡ ወይም ፡ መጽወትኩት ፡ ወይም ፡ እኔ ፡ አምን ቢታለው ፡ ወይም ፡ የማልክድባት ፡ ነው ፡ ወይም ፡ አምን ፡ ወይም ፡ ያዘን ፡ የሚመስለውን ፡ በሰው ራት ፡ የተገለጸውን ፡ ቢል ፡ ያህም ፡ ሁሉ ፡ መተማመን ፡ ነው ። እኔ ፡ እርሱን ፡ አምንዋለሁ ፡ አልክደውም ፡ ቢል ፡ የሚመጣውን ፡ በመተማመን ፡ እምነት ፡ ያህ ፡ ነዋ ። ሙስድ ፡ ወይም ፡ መዘን ፡ ወይም ፡ በሚገባ ፡ ረጽም ፡ ቢል ፡ ያህ ፡ ከገብብብት ፡ ወገን ፡ ሊሆን ፡ አይገባም ። መታመኑም ፡ አይረባም ።

፩ሺ፪፻፲፮ ወትርጓሜው ፡ አው ፡ ተአመን ፡ በዘኢያትዐ ወት ፡ ክዋኒው ፡ ምንትኒ ፡ አው ፡ በንዋይ ፡ ዘየኅምም ፡ በክዋኒው ፡ ወሎቱ ፡ ያደልም ፡ ከመ ፡ ያክሥቶ ፡ በዘየሐጽጽ ፡ ለዘያትከመል ፡ አምዘይደሉ ፡ ወለአመ ፡ ኮን ፡ ዘንገረ ፡ ኪያው ፡ በሰበይ ፡ ወአብዘኖ ፡ ደመረ ፡ ውሳኔ ፡ በክዋኒው ፡ ወውጎይትሰ ፡ ወብዘጎት ፡ መጠነ ፡ ገቱ ፡ ድርዘማት ። ወለአመ ፡ ይቤ ፡ ድርዘማት ፡ ወውጎይቶ ፡ ዘኢሆን ፡ ገቱ ፡ ወለአመ ፡ ይቤ ፡ ከመዘ ፡ ወከመዘ ፡ ድርዘማት ፡ ያክውን ፡ ወውጎይቶን ፡ ከመጽ ። ወለአመ ፡ ይቤ ፡ ከመዘ ፡ ወከመዘ ፡ ሕጽጽ ፡ ድርዘማት ፡ ጽወጽ ። ወለአመ ፡ ይቤ ፡ ሎቱ ፡ በሳዕሊያ ፡ አው ፡ በኅዜያ ፡ አው ፡ ዕዳ ፡ በርእሰየ ፡ ናው ፡ ተአመን ፡ በዕዳ ፡ ተለትሐ ። ወአመ ፡ ይቤ ፡ ሎቱ ፡ ኅዜያ ፡ አው ፡ ምስሊያ ፡ አው ፡ በቤትየ ፡ አው ፡ በግጹንየ ፡ አው ፡ ታሕተ አደያ ፡ ወዘንጉቱ ፡ ተአምኖ ፡ በእንብሮ ፡ ማኅሰንት ፡ አው ፡ በውሕሰት ፡ አው ፡ በአንዘ ።

፩ሺ፪፻፲፮ ትርጓሜው ፡ ግን ፡ ሁኔታው ፡ ምንም ፡ በማይታወቅ ፡ ወይም ፡ በሁኔታው ፡ በሚፈለገውት ፡ ገንዘብ ፡ ቢታመን ፡ የሚገባ ፡ ከመሆኑ ፡ የተነፃ ለሚቻለው ፡ በሚያንስ ፡ ሊገልጠው ፡ ለእርሱ ፡ ያገባዋል ። ከፍ ፡ በማድረግና ፡ በማብዛት ፡ እርሱን ፡ የተናገረ ፡ ቢሆን ፡ በሁኔታው ፡ ጭማሪውን ፡ አበዛ ። ማንሰና ፡ መብዛትሰ ፡ በአሥር ፡ ድርህሞች ፡ ልክ ፡ ነው ። ድርህማት ፡ ጉድለታቸውም ፡ ሦስት ፡ ነው ፡ ቢል ፡ ድርህማትም ፡ እንዲህና ፡ እንዲህ ፡ ናቸው ፡ ቢል ፡ ጉድለታቸው ፡ አሥራ ፡ አንድ ፡ ይሆናል ። እንዲህና ፡ እንዲህ ፡ ቢልም ፡ የድርህማት ፡ ትናሽ ፡ ንዓ ፡ አንድ ፡ ነው ። ለእርሱ ፡ በእኔ ፡ ላይ ፡ ወይም ፡ በእኔ ፡ ዘንድ ፡ አለው ፡ ወይም ፡ በራሴ ፡ ዕዳ ፡ አለብኝ ፡ ቢል ፡ በብድር ፡ ዕዳ ፡ እነሆ ፡ ታመን ። ለእርሱ ፡ በእኔ ፡ ዘንድ ፡ ወይም ፡ ከኔ ፡ ገር ፡ ወይም ፡ በቤቱ ፡ ወይም ፡ በግጥኔ ፡ ወይም ፡ በእጅ ፡ ሙስጥ ፡ አለብኝ ፡ ቢል ፡ ያህ ፡ መተማመን ፡ አይራ ፡ በማኖር ፡ ወይም ፡ በማዋስ ፡ ወይም ፡ በመደዣ ፡ ነው ።

፩ሺ፪፻፲፮ መገሰ፡ ዘበጽሐ ፡ ታለ ፡ ተአምኖቱ ፡ በቃል ፡ ያብራራ ፡ ነቱንታሁ ፡ ዘኢአሁ ፡ አው ፡ መንራቱ ፡ ወዘይብሃልሰ ፡ ነቱንታሁ ፡ አው ፡ መንራቱ ፡ ዘኢሁ ፡ ከመ ፡ ዘይብል ፡ ዛቲ ፡ ማዕድ ፡ ዘኢከ ፡ መገሰ፡ ሀተብክዋ ፡ አው ፡ ለሙሉ

፩ሺ፪፻፲፮ የቀረበው ፡ በቃል ፡ የመተማመን ፡ (ነገር) ፡ ሁሉ ፡ የእርሱ ፡ ሁለንተናው ፡ ወይም ፡ እኩሌታው ፡ ያቀራል ፡ መላው ፡ ወይም ፡ የእርሱ ፡ እኩሌታ ፡ የሚቀረውሰ ፡ ያህነት ፡ ቦታ ፡ ያንተ ፡ ወይም ፡ የልጆችዘ ፡ ናት ። ነገር ፡ ግን ፡ ጠበቅ

አንቀጽ : ፵ =

ደክ : አው : አልባልኮ : ጠፈረ : ዜላሃ : አው :
አንተ : ኅደርሳ : ዘእንበለ : ምልክናሃ : አው :
በሥርዓተ : ውሳኔ : ከመ : ትድሉ : ግጠ :
ዜላሃ :

፩ሺ፪፻፲፰ ወዘሃ : ተአመነ : በከዋነ : ዘመድ : ያደልዎ :
ለእመ : አዳሐስም : ሕሊናሁ : አው : ሥርዓተ :
ጥያቄ : አው : ከመ : ዘይብል : ከመ : ዝንቱ :
ወልደዮ : ወይከውኑ : ዕሩያነ : በዕድሜ : ሕያ
ውት : አው : ያከውን : ሎቲ : ለዘተአመነ :
ካልእ : ዘመድ : ዕውቅ : አው : ያመጽኡ :
ሎቲ : ማእከሌሁ : ወራስያኒሁ : ለዘተአመነ :
ስምዐ : ጥያቄ : ለአብዮሎተ : ተአምኖቲ :

ከጠፋ : በኋላ : ሰለሚገኝ =

ኋት : ወይም : ጠፈሯን : ከፍ : ከፍ : አደረግ
ኳት = ወይም : ያለ : ገንዘብነቷ : ወይም : በው
ሳኔ : ደንብ : ዋጋዋን : ለትገምት : አንተ :
አደርሀባት : እንደሚል : ነው :

፩ሺ፪፻፲፰ ዘመድ : በመሆን : የታመነም : ሕሊና :
ወይም : የጥያቄ : (የማረጋገጫ) : ሥርዓት :
ካላጠራጠረው : ይገባዋል = ወይም : ይህ :
ልጄ : ነው : እንደሚል : ነው = በሕይወት :
ዘመን : የተካከሉ : ይሆናሉ = ወይም : ለታ
መነ : ሰው : የታወቀ : ሌላ : ዘመድ : ያሆን
ለታል = ወይም : በመካከሉ : የታመነው :
ሰው : ወራሾቹ : መታመኑን : ለማስቀረት :
የማስረጃ : ምስክር : ያመጡለታል =

አንቀጽ : ፵ :

በእንተ : ዘይትረከብ : እምዘ : ተጎጥአ : ወዘ
እንተ : ዘጉዋ : በመካናተ : ተሳትፎ : ዘከመ :
ገዳም : ወፍኖት : ወምሥያጥ : ወቤተ : ብለኔ :
ወቤተ : ነግድ : ወቤተ : ቅርስቲያን =

፩ሺ፪፻፲፱ ወዝንቱ : ሥሩዕ : ውእቲ : ውሰተ : አራት :
ጅቲ : በቃለ : እግዚአብሔር : ዘይቤ : አግብእ :
ዘተገድፈ : ለእኑክ : ወእመኒ : አኮነ : ቅሩብ :
ወእተአምሮ : አብእ : ኅበ : ማገደርክ ወየ
ሀሉ : ኅበክ : እሰክ : የጎሥሦ : እኑክ : ወታ
ገብእ : ሎቲ : እንሰሳሂ : ወልብሰ : ወገሎ :
ግዱፈ : አኮ : ሠናይ : ለክ : ትትጎየይ : ኪየ
ሆሙ : ወዝንቱ : ኅበ : ጀቲ : ከፍል =

፩ሺ፪፻፳ ቀዳማዊ : በእንተ : ንዋይ : ዘይፈልሰ : ውሰተ :
መካናት = ወዘረከበ : ምንተኒ : ዘአይትዐወት :
ሎቲ : መላኪሁ : በውእቲ : ጊዜ : ወለእመ :
ኮነ : ንኡሰ : ዘአይጎዝኖ : ተጎዮእቲ : ለዘጠ
ናእ : እምኒሁ : ይንሥእ : ወየአምሮ : ጅደ :
ሱባእ : በመካን : ዘረከቦ : በውሰቲቲ : ወበካ
ልኡ = ወለእመ : በጽሐ : ዘይቤከሮ : ለበዓለ :
ዚእሁ : ወእምነገራቲሁ : ወእምከመ : ሞዐ :
ትሕዝብተ : ሕሊናሁ : ከመ : ለሊሁ : ውእቲ :
ያግብእ : ሎቲ : ወእመ : እኮሰ : ይይሉ : ከመ :
ደትመገብ : ቦቲ =

አንቀጽ : ፵ =

ከጠፋ : በኋላ : ሰለሚገኝ : በአንድነት : (በጋ
ርዮሽ) : በታዎች : ስለኮበለለም : ይናገራል =
ይኸውም : እንደ : ዱር : እንደ : ጎዳና : እንደ :
ገበያ : እንደ : ውሽባ : ቤት : እንደ : እንግዳ :
ቤት : እንደ : ቤት : ክርስቲያንም : ያህ : ነው =

፩ሺ፪፻፲፱ ይኸውም : በጅቲ : አራት : ለወንድምህ :
የጠፋውን : ገንዘብ : መልሰለት : ተብሎ : በእግ
ዚእብሔር : ቃል : የተጻፈ : ነው = ምንም :
ቅርብ : ባይሆን : ባታውቀውም : ወደቤትህ :
አሰገባው = ወንድምህ : እስኪሻው : ድረስ :
በእንተ : ዘንድ : ይኑር = ከብትም : ቢሆን : ለ
ብሰም : ቢሆን : የጠፋውን : ሁሉ : መልሰለት =
እነርሱን : ቸል : ለትል : ለእንተ : ደግ : እይ
ደለም = (ዘፀ : ፳፫ : ፱) = ይህም : ፪ : ከፍል :
ነው =

፩ሺ፪፻፳ መጀመሪያው : ወደቦታዎች : ሰለሚዛወር :
ገንዘብ : ይናገራል = በዚያ : ጊዜ : ባለቤቱ : ያል
ታወቀለትን : ማናቸውንም : ያገኘ : ሰው : ከእ
ርሱ : ለጠፋበት : ሰው : መጥፋቱ : የማያሳዝ
ነው : ትንሽ : ቢሆን : ወሰደ : አንድ : ሳምንት :
በውሰጡ : ባገኘበት : ቦታና : በሌላውም :
ያመልክት = ከነገሩ : የተነሣ : ባለቤቱን : የሚ
ያሰታውሰ : በደርሰ : የእርሱም : እንደሆነ :
የሕሊናው : ጥርጥር : ካቸነፈ : ይመልሰለት =
ያለዚያ : እርሱ : ሊተዳደርበት : ይገባዋል =

አንቀጽ ፡ ፵ ።

፳፯.፪፻፳፩ ወለአመ ፡ ኢኮነ ፡ መጠኑ ፡ ንእሱ ፡ ወብዙ ህን ፡ የጎዝኑ ፡ በእንቱ ፡ ተጎጥሎቱ ፡ ለዙተጎጥሎ ፡ መፍትሔ ፡ ከመ ፡ ይንሥኦ ፡ በሐልዮተ ፡ ተዓ ቅቦቱ ፡ ለመላኪሁ ፡ ወያሱተሐይጽ ፡ ከሞኔሁ ፡ ወያእምር ፡ አርአያሁ ፡ ወምጣኔሁ ፡ ወነበ ፡ ይነ ብሮ ። ወይደልዎ ፡ ከመ ፡ ያስምሶ ፡ ላሶለ ፡ ነፍሱ ፡ ወይዝከር ፡ ለሰማዕታት ፡ መንፈቀ ፡ አርአያሁ ፡ ዘይትረለጥ ፡ ቦቱ ፡ ከመ ፡ ኢያሀብ ፡ ምክንያተ ፡ ለሰይጣን ፡ ለእስኪቶቱ ፡ በከመ ፡ ይቤ ፡ ጳውሎስ ፡ ሐዋርያ ።

፳፯.፪፻፳፪ ወእምዝ ፡ ይንግር ፡ ዜናሁ ፡ በበኩሉ ፡ ሉባዔ ፡ እስከ ፡ ለቡሶ ፡ ሉባዔ ፡ በመካነ ፡ ዘረከቦ ፡ ቦቱ ፡ ለአመ ፡ ኮነ ፡ ሕትጸ ፡ ወእምዘ ፡ ለእለ ፡ በዓ ውዱ ፡ ወእምዝ ፡ በመካነ ፡ ጊባኤያት ፡ ዘከመ ፡ መራጎብት ፡ ወምሥያጣት ። ወይዝከር ፡ መን ፈቀ ፡ አርአያሁ ፡ ዘያዔውቅ ፡ እንዘ ፡ ይብል ፡ ለመኑኦ ፡ ዘጠፍኦ ፡ ድርሀማቲሁ ፡ ወባሕቲ ፡ ኢይዝከር ፡ እምሳሊፃ ፡ ወኢመድሎታ ፡ ወኢ ገጸ ፡ ቀናማታ ፡ አው ፡ መኑ ፡ ዘጠፍኦ ፡ ሎቲ ፡ ንዋየ ፡ ንዘበት ፡ አው ፡ ልብሰ ፡ ወኢይዝከር ፡ ጎበራቲሁ ፡ ወኢ ፡ አርአያሁ ፡ ወኢክሞኔሁ ።

፳፯.፪፻፳፫ ወእመቦ ፡ ዘመጽኦ ፡ ወነገረ ፡ ከመ ፡ ዘጠ ፍኦ ፡ ዘአሁ ፡ ወእቲ ፡ ወዘከረ ፡ መብዝኅተ ፡ ትእምርታቲሁ ፡ አስከ ፡ ይመውሶ ፡ ላሶለ ፡ ትሕ ዝብት ፡ ከመ ፡ ለሊሁ ፡ ወእቲ ፡ ያግብኦ ፡ ሎቲ ፡ እምድገረ ፡ ኮነ ፡ ለማሶተ ፡ ላሶሌሁ ፡ ወበሀል ዎቶሙ ፡ ለእለ ፡ የአምርዎ ፡ ወይደሉ ፡ ከመ ፡ ያምጽኦ ፡ አግኦዜ ፡ ምእመኑ ፡ ዘሰምቦ ፡ ይከ ወጣ ፡ ሎቲ ። ወለአመ ፡ ኢበጽሐ ፡ በሶድሜ ፡ መላኪሁ ፡ ይደልዎ ፡ ከመ ፡ ይሥራሶ ፡ ውስ ቲቲ ።

፳፯.፪፻፳፬ ወለአመ ፡ ኮነ ፡ ለጳዱ ፡ ገብረ ፡ እእምሮቲ ፡ ወቅንየቲ ፡ ወምልክሮቲ ፡ ይከውን ፡ ለአግቢኦ ። ወለአመ ፡ ኮነ ፡ በውሰተ ፡ ሕዕን ፡ ወምግብ ፡ ይከውን ፡ ለዘይሜግዞ ፡ ወውሳኬሰ ፡ ዲበ ፡ ሶድሜ ፡ ዘትሶግሥት ፡ ይደሉ ፡ ወለአመ ፡ ጠፍኦ ፡ ውሰተ ፡ እይሁ ፡ በግብር ፡ ከሙት ፡ ኢይደልዎ ፡ ሶዳ ። ወእመኒ ፡ ቆመ ፡ ሰምቦ ፡ ጥያቄ ፡ ላሶለ ፡ እጥፍኦቲ ፡ ለውእቲ ፡ ይደ ልዎ ።

፳፯.፪፻፳፭ ወአመ ፡ ሀለው ፡ ምሰሊሁ ፡ ኦብያጽ ፡ ወዘተኦ ደው ፡ ኪያሁ ፡ እምኢሞሙ ፡ ወንሥኦ ፡ አው ፡

ከጠፋ ፡ በኋላ ፡ ስለሚገኝ ።

፳፯.፪፻፳፩ መጠኑ ፡ ትንሽ ፡ ባይሆን ፡ ስለጠፋውም ፡ ገንዘብ ፡ መታጣት ፡ ብዙዎች ፡ ቢያዝኑ ፡ ለባ ለቤቱ ፡ መጠበቁን ፡ በማሰብ ፡ ሊወሰደው ፡ ይገባል ። ሁኔታውንም ፡ ይመልከት ። መልኩ ንና ፡ ልኩን ፡ የሚያኖርበትን ፡ ቦታ ፡ ይወቅ ። በራሱ ፡ ሊያጻኝ ፡ ይገባዋል ። የሚለይበትን ፡ የመልኩን ፡ እኩሌታ ፡ ለምስክሮቹ ፡ ይናገር ። ለሰይጣን ፡ ለማሳቱ ፡ ምክንያት ፡ እንዳይሰጥ ፡ ሐዋርያ ፡ ጳውሎስ ፡ እንደ ፡ ተናገረ ። (ኤፌ ፡ ፬ ፡ ፳፮) ።

፳፯.፪፻፳፪ ከዚህ ፡ በኋላ ፡ ባገኘበት ፡ ቦታ ፡ የተወራ ፡ ቢሆን ፡ እስከ ፡ ሰባት ፡ ሳምንት ፡ ድረስ ፡ በየሳ ምንቱ ፡ ሁሉ ፡ ወሬውን ፡ ይናገር ። ከዚህ ፡ በኋላ ፡ በዙሪያው ፡ ላሉ ፡ ሰዎች ፡ በሰብላባዎች ፡ ቦታ ፡ ይኸውም ፡ እንደ ፡ አይባባይ ፡ እንደ ፡ ገቢያ ፡ ያለ ፡ ነው ። የሚያሳውቅ ፡ የመልኩን ፡ እኩሌታ ፡ ድርሀሞቹ ፡ የጠፋበት ፡ ማነው ፡ አያለ ፡ ያሳሰብ ። ነገር ፡ ግን ፡ ምሳሌዋንና ፡ ሚዛ ኗን ፡ ወይም ፡ የኮረጃዋን ፡ ዓይነት ፡ ወይም ፡ የአንጥረኛ ፡ ዕቃ ፡ ወይም ፡ ልብስ ፡ የጠፋበት ፡ ማነው ፡ ብሎ ፡ አይናገር ። ቀለሙንና ፡ መል ኩን ፡ እኳኋኑንም ፡ አይናገር ።

፳፯.፪፻፳፫ የመጣ ፡ ለው ፡ ቢኖር ፡ የጠፋውም ፡ ገንዘብ ፡ የአርሱ ፡ እንደሆነ ፡ ቢናገር ፡ ጥርጥርን ፡ እስኪ ያርቅ ፡ ድረስ ፡ የአርሱ ፡ እንደሆነ ፡ ከምልክቱ ፡ አብዛኛውን ፡ ቢጠቅስ ፡ በአርሷ ፡ ላይ ፡ ከመስ ክፍለት ፡ በኋላ ፡ የሚያውቁት ፡ ሰዎችም ፡ ባሉ በት ፡ ይመልሱለት ። ምስክር ፡ የሚሆንለት ፡ የታመነ ፡ ጨዋ ፡ ሰው ፡ ሊያመጣ ፡ ይገባዋል ። በቀጠሮው ፡ ባለቤቱ ፡ ባይደርስ ፡ ሊሠራበት ፡ ይገባዋል ።

፳፯.፪፻፳፬ ለእንዱ ፡ ባሪያ ፡ ቢሆን ፡ እውቀቱ ፡ አገልግ ሎቲ ፡ ገንዘብነቱ ፡ ለጌታው ፡ ይሆናል ። በሞግ ዜትና ፡ በመተዳደር ፡ ሥር ፡ ያለ ፡ ቢሆን ፡ ለሚ ያስተዳድረው ፡ ይሆናል ። ነገር ፡ ግን ፡ የትዕግ ሥትን ፡ ሥራ ፡ በቀጠሮ ፡ ላይ ፡ መጨመር ፡ ይገባል ። በታወቀ ፡ ሥራ ፡ በእጁ ፡ ቢጠፋ ፡ ዕዳ ፡ አይገባውም ። በማጥፋቱ ፡ የማሰረጃ ፡ ምስክር ፡ ቢመስከርበት ፡ ግን ለእርሱ ፡ ይገ ባዋል ።

፳፯.፪፻፳፭ ከእርሱ ፡ ጋር ፡ ጓደኞች ፡ ቢኖሩ ፡ ከአንርሱ ፡ እርሱን ፡ ደፍሮ ፡ ያነሳው ፡ ወይም ፡ እንዲወሰ

አንቀጽ ፡ ፱ ።

አዘዘ ፡ በነሣሊቱ ፡ አልቦሙ ፡ ምንትኒ ፡ ክፍል ፡
በውስቱቱ ። ወዘነን ፡ እምኔሆሙ ፡ ዘሀለወ ፡
ቅድሚቱ ፡ አው ፡ በድንገሱ ፡ ወዘእሮ ፡ ውእ
ቱኬ ፡ ስታፊሁ ፡ በዓቀብ ፡ ወበተዓውቆ ፡
በውስተ ፡ ዕድሜ ፡ ወበምልክና ፡ እምድንገረ ፡
ዝንቱ ።

፩ሺ፪፻፳፮ ወእመኒ ፡ ርእሦ ፡ ዘእኮነ ፡ በጾ ፡ እምኔሆሙ ፡
ይሰዶ ፡ ኅበ ፡ ምእመን ፡ ፍትሕ ፡ ወእምድንገረ ፡
ዕድሜ ፡ ተዓውቆ ፡ ይግባእ ፡ ለዘረከቦ ። ወለ
እመ ፡ እኮነ ፡ ዘረከቦ ፡ እምሰብኦ ፡ ዘገር ፡ ዘተረ
ከበ ፡ በውስቱታ ፡ ንዋይ ፡ ይደሉ ፡ ከመ ፡ ያንብ
ርዎ ፡ ኅበ ፡ ርእሰ ፡ ፍትሕ ፡ ወካልኦ ፡ ከመ ፡
ይግባር ፡ በኅርዖት ፡ እመ ፡ ይተግህ ፡ ከመ ፡
ጌዕቀብ ፡ በዓሰብ ፡ ወተወውቆቱ ፡ እመ ፡ ያነ
ሥእ ፡ ወውእቱ ፡ በእምጣን ፡ ዕድሜ ፡ ወጸማ ፡
ወምጣኔ ፡ ሜጥ ።

፩ሺ፪፻፳፯ ወእመኒ ፡ ኮነ ፡ ዘተረከበ ፡ እምእንሰባ ፡ ዐቢ
ያን ፡ እምኦግማል ፡ ወአልሕምት ፡ ወአፍራሱ ፡
ወአብቅልት ፡ ወአእዳግ ፡ ወለእመ ፡ ዘሎ ፡
ውስተ ፡ ምርጫይ ፡ እሙር ፡ አይደሉ ፡ ነሣ
እቱ ። ወእመሰ ፡ ኮነ ፡ ጐያዬ ፡ በውስተ ፡ ሀገር ፡
ኢይደሉ ፡ ኅዲጎቱ ፡ ወለእመ ፡ ተክህለ ፡ ነሣ
እቱ ፡ ኢያግብእም ፡ ዘእንበለ ፡ በሰምዐ ፡ ጥያቄ ፡
ወእመ ፡ እኮ ፡ በሰምዕ ፡ ርቱዕ ፡ እመሂ ፡ በጀቱ ፡
አው ፡ በ፫ቱ ፡ እምሰብእ ፡ እሙራን ።

፩ሺ፪፻፳፰ ወለእመሰ ፡ ኮነ ፡ እምእንሰባ ፡ ንእባን ፡
ዘከመ ፡ ጣዕዋ ፡ ላሕም ፡ ወረረሰ ፡ ወአድግ ፡
ወገመል ፡ አው ፡ እምእባግዕ ፡ ወእዕዋፍ ፡ ወዘ
ይመሰሎ ፡ ለዝንቱ ፡ ወተረከበ ፡ በባሕተቱ ፡
ኢይደሉ ፡ ኅዲጎቱ ፡ እመ ፡ ይትክህል ፡ ነሣ
ኦቱ ። ወነሣሊሁኒ ፡ ይኅረይ ፡ እመ ፡ ያሰተዋ
ዕእ ፡ ላሰሌሁ ፡ በሰድሜ ፡ ተዓውቆቱ ፡ ወለእመ ፡
ኮነ ፡ ውእቱ ፡ ይሣኒ ፡ ለመላኪሁ ፡ እመ ፡ እኮ ፡
ለእመ ፡ ኮነት ፡ ሎቱ ፡ ዓሰብ ፡ አው ፡ እምንዋዩ ፡
ይደልዎ ፡ ልቃሕ ፡ ለመላኪሁ ። ወለእመ ፡
በጽሕ ፡ መላኪሁ ፡ ያንገእ ፡ እምኔሁ ፡ ዘእሰተ
ዋዕኦ ፡ ሎቱ ፡ ወዓሰበ ፡ ዓቀብቱ ፡ ወአውቆቱ ፡
ለእመ ፡ ኅረዩ ፡ ወያግብእ ፡ ሎቱ ፡ ምሰለ ፡ ዘተዋ
ለደ ። ወለእመ ፡ ፈቀደ ፡ ከመ ፡ ይሣጥ ፡ በትእ
ዛዘ ፡ ፈታኪ ፡ እምድንገረ ፡ ሰባኔ ፡ ወዶጽናሕ ፡
በእንቱ ፡ ተዓውቆቱ ፡ እድሜ ፡ እሙረ ። ወእም
ድንገሱ ፡ ይደልዎ ፡ ሎቱ ፡ ከመ ፡ ይሥራሱ ፡

ከጠፋ ፡ ዘኋላ ፡ ስለሚገኝ ።

ዱት ፡ ያዘዘ ፡ በውስጡ ፡ ምንም ፡ ድርሻ ፡ የላ
ቸውም ። ከእነርሱ ፡ ወገን ፡ የሆነ ፡ በፊቱ ፡
ወይም ፡ በኋላው ፡ ያለ ፡ ቢያየው ፡ በመጠበ
ቅና ፡ በመታወቅ ፡ ከዚህም ፡ በኋላ ፡ በቀጠሮና ፡
በገንዘብ ፡ ተሳታፊው ፡ እርሱ ፡ ነው ።

፩ሺ፪፻፳፯ ከእነርሱ ፡ ንደኛው ፡ ያይደለ ፡ ሰው ፡ ቢያየው ፡
በፍርድ ፡ ወይታመን ፡ ጻኛ ፡ ይውሰደው ። ከም
ርምሩ ፡ ቀን ፡ በኋላ ፡ ላገኘው ፡ ሰው ፡ ይሁን ።
ያገኘው ፡ ሰው ፡ ገንዘቡ ፡ ከተገኘበት ፡ አገር ፡
ሰዎች ፡ ወገን ፡ ባይሆን ፡ በጻኛ ፡ ዘንድ ፡
ወይም ፡ በሌላው ፡ ዘንድ ፡ ሊያኖሩት ፡ ይገባል ።
በኪራይና ፡ በምርመራው ፡ ይጠብቅ ፡ ዘንድ ፡
ቢተጋ ፡ በምርጫ ፡ ያደርግ ፡ ዘንድ ። ቢቀበለ
ውም ፡ ይኸውም ፡ በጊዜና ፡ በድካም ፡ በዋጋም ፡
ልክ ፡ ነው ።

፩ሺ፪፻፳፰ የተገኘው ፡ ገንዘብ ፡ ከታላላቆቹ ፡ እንሰባት ፡
ወገን ፡ ከግመሎችና ፡ ከላሞች ፡ ከፈረሶችና ፡
ከበቅሎች ፡ ከአህዮችም ፡ ቢሆን ፡ በታወቀ ፡
መስማሪያ ፡ ውስጥ ፡ ቢኖር ፡ መውሰድ ፡ እይ
ገባም ። በሀገሩ ፡ ውስጥ ፡ የሚኮበልል ፡ ቢሆን ፡
ግን ፡ ሊተውት ፡ እይገባም ። መያዝ ፡ ቢቻልም ፡
በማሰረጃ ፡ ምስክር ፡ ካልሆነ ፡ በቀር ፡ እይመል
ሱለት ። ያም ፡ ባይሆን ፡ በሚገባ ፡ ምስክር ፡ ከታ
ወቁ ፡ ሰዎች ፡ ወገን ፡ በሁለት ፡ ወይም ፡
በሦስት ፡ ካልሆነ ፡ በቀር ።

፩ሺ፪፻፳፯ ከታናናሽ ፡ እንሰባትም ፡ ወገን ፡ እንደ ፡
ላም ፡ ጥጃ ፡ እንደ ፡ ፈረሰ ፡ ግልገል ፡ እንደ ፡
እህያ ፡ ውርንጫ ፡ እንደ ፡ ግመል ፡ ወሳብሬ ፡
ወይም ፡ ከበጎችና ፡ ከወፎች ፡ ይህንም ፡ ከሚመ
መሰለው ፡ ወገን ፡ ብቻውን ፡ ቢገኝ ፡ መያዝ ፡
ከተቻለ ፡ ሊተዉት ፡ እይገባም ። ያገኘውም ፡
ሰው ፡ በሚመስክርበት ፡ ጊዜ ፡ ለእርሱ ፡ ሊያ
ወጣጣ ፡ ቢወድ ፡ ያወጣጣ ። ለባለቤቱ ፡ የሚ
በጀው ፡ ከሆነ ፡ ያም ፡ ባይሆን ፡ ከራሱ ፡ ወይም ፡
ከገንዘቡ ፡ ኪራይ ፡ ያለው ፡ ቢሆን ፡ ለባለቤቱ ፡
ብድር ፡ ይገባዋል ። ባለቤቱ ፡ በደርሰ ፡ ያወ
ጣጣለትን ፡ የመጠበቅንና ፡ የማስመርመራ
ያውን ፡ ዋጋ ፡ ከእርሱ ፡ ይቀበል ። ቢወድ ፡
ከርቢው ፡ ጋር ፡ ይመልሰለት ፡ ከሳምንቱ ፡ በኋ
ላ ፡ በጻኛ ፡ ትእዛዝ ፡ ሊሸጥ ፡ ቢወድ ፡ ስለማሰመ
ርመሩ ፡ የታወቀ ፡ ጊዜ ፡ ይቆይ ። ከዚህ ፡ በኋላ ፡
በዋጋ ፡ ሊሠራበት ፡ ይገባዋል ። በዋጋውም ፡

አንቀጽ : ፱ ።

ውስተ : ሢፕ : ወይደሉ : ከመ : ይሳየፕ :
ቡግጠ : ዜአሁ : ጉልተ : ለጽኑሳን : ወያቅ
ድም : ሶቤሃ : እምኔሁ : ውሂዘ : ለምንዱባን :
በዘአንበረ : ሎሙ : በእንተ : ዘይትጎጎል :
ቦቱ : ያም : አው : ይመጽውት : ለጽኑሳን :
ወእመቦ : ጅዱ : ዘተጸነሰ : ሎቱ : ያድልወ ።

፩ሺ፪፻፳፱ ወለእመ : ኮነ : ዘተረከበ : ዘይማሰን :
ፍጡነ : ይደሉ : ሠይጦቱ ። ለእመ : ይትከህል :
ወለእመ : ኮነ : መብልዐ : ይብልዐም ። ወእም
ከመ : በጽሐ : ጅዱ : ወአጠየቀ : እምድጎረ :
ዕድሜ : አእምሮ : ከመ : ዘጠፍአ : ዜአሁ :
ውእቱ : ወለእመ : ኮነ : ህልወ : ጎበ : ዘረ
ከቦ : ያግብዕ : ሎቱ : ወእመኒ : ሤጦ : ያግብእ :
ሤጦ ። ወለእመ : ተመገበ : ቦቱ : ለእመ : ኮነ :
ባዕለ : ያደልም : ከመ : ያግብእ : ቁመተ :
ንዋይ : ወእመኒ : ኮነ : ጽኑሰ : ወተጽናሱ :
በገሃድ : ይደልም : ከመ : ያግብእ : ዘተርፈ :
ወእመስ : አተርፈ : ምንትኒ : እምንዋይ : አያ
ኦጎዝም : በምንትኒ ።

፩ሺ፪፻፴ ወእመኒ : ኮነ : ዘመዘበ : ዚያሁ : በእንተ :
ጽድቅ : ያጎረይ : መላኪሁ : እመኒ : ከመ :
ፈተሮ : ዓሰበ : ጽድቅ : አው : ከመ : ያግብእ :
ሎቱ : እመሂ : ዙለንታሁ : አው : መንፈታ :
ዚአሁ : ለእመ : ተረከበ : ለሊሁ : አው : ሤጦ :
ዚአሁ ። ወቃልኒ : ቃለ : ነሣኢ : በኩሉ : ዘያ
ትጎእዙ : ቦቱ : ምስለ : መላኪ : ዘእንበለ :
ዳእሙ : ለእመ : አቀመ : መላኪ : ሰምዐ :
ጥያቄ : በተጋእዞቶሙ ። ወኮሉ : ዘተረከበ :
ከመ : እንተ : ማጎሰንት : ውእቱ : ውስተ : እይ
ዘረከቦ ።

፩ሺ፪፻፴፩ ከፍል : ዳግም : በእንተ : ሕፃን : ዘተጎየአ :
ውተረከበ : ወዘሂ : ረከቦ : ያግእዞ : እስመ :
ጥንተ : ፍትሕ : ውእቱ : እምደቁቀ : መሃይ
ምናን : ወይደልም : ግዕዛን : ወውእቱ : ተዳ
ማዊ : ዘእንበለ : ለእመ : ኮነ : መካን : ዘተረ
ከቦ : ቦቱ : አልቦ : ውስቱቱ : መሃይምናን :
ወነገሩ : ከመ : ውእቱ : እምውሉይሙ : አው :
ለእመ : ኮነ : መሃይምናን : ውጎዳን : ይሕት
ትምሙ ።

፩ሺ፪፻፴፪ ወለእመ : ተረከበ : ምስሌሁ : ንዋይ : ምን
ትኒ : ወእመሂ : ንቡረ : ኅበ : ገቦሁ : ትሩብ :
ይፍትሑ : ከመ : ውእቱ : ድልው : ወያስተዋ
ዕእ : ላዕሊሁ : እምኔሁ : በትእዛዘ : ፈታሑ :

ከጠፋ : በኋላ : ስለሚገኝ ።

ለተቸገሩ : ሰዎች : ጉልት : ሊገዛ : ይገባል ።
ያን : ጊዜ : ደም : ስለሚደርቅበት : ባኖረላ
ቸው : ገንዘብ : ለተቸገሩ : ሰዎች : ከአርሱ :
ያስቀድም : ፣ ወይም : ለድሆች : ይመጽው
ተው ። እንድ : የተቸገረ : ቢኖር : ለርሱ : ያድ
ሉለት ።

፩ሺ፪፻፳፱ የተገኘው : ፈጥኖ : የሚጠፋ : ቢሆን : ከተ
ቻለ : ሊሸጡት : ይገባል ። የሚበላ : ቢሆን :
ይብሉት ። ከምርመራው : ቀን : በኋላ : እንዲ :
ደርሶ : የጠፋው : ገንዘብ : የእርሱ : እንደሆነ :
ቢያስረዳ : በአገኘው : ሰው : ዘንድ : ያለ :
ቢሆን : ይመልስለት ። ቢሸጠውም : ዋጋውን :
ይመልስ ። ቢበላውም : ባለጸጋ : ከሆነ : የገን
ዘቡን : ዓይነት : ሊመልስ : ይገባዋል ። ችግ
ረኛ : ቢሆን : ችግሩም : በግልጽ : ቢሆን : የተ
ረፈውን : ሊመልስ : ይገባዋል ። ከገንዘቡ :
ምንምን : ባይተርፍ : ግን : በምንም : አይያ
ዙት ።

፩ሺ፪፻፴ ስለ : ጽድቅ : እርሱን : የሰጠ : ቢሆንም :
የጽድቅ : ዋጋ : ይሆንለት : ዘንድ : ወይም :
መላውን : ወይም : እኩሌታውንም : ቢሆን :
ዓይነቱ : ወይም : ዋጋው : ቢገኝ : ይመልስ
ለት : ዘንድ : ባለቤቱ : ይምረጥ ። ከባለቤቱም :
ጋር : በሚከራከርበት : ሁሉ : ቃሉ : የአግኘው :
የባለደብታው : ቃል : ነው ። ባለቤቱ : በክርክ
ራቸው : የማስረጃ : ምስክር : ቢያስመስክር :
ነው : እንጂ ። የተገኘ : ገንዘብ : ሁሉ : ባገኘው :
ሰው : እጅ : እንደ : አይራ : ነው ።

፩ሺ፪፻፴፩ ሁለተኛው : ከፍል : ጠፍቶ : ስለተገኘ :
ሕፃን : ደናገራል ። ያገኘው : ሰው : ነፃ : ያወ
ጣው : ከእማንያን : ልጆች : ወገን : ከሆነ : የፍ
ርድ : መጀመሪያ : ነውና : ነፃነትም : ይገባ
ዋል ። ይኸውም : መጀመሪያ : ነው ። የተገኘ
በት : በውስጡ : አማንያን : የሌሉበት : ቦታ :
ካልሆነ : በቀር : ከልጆቻቸው : ወገን : እንደ
ሆነ : ወይም : ምእመናን : ጥቂቶች : እንደሆኑ :
ቢናገሩ : ይመርምሯቸው ።

፩ሺ፪፻፴፪ የታሠረ : ወይም : በአጠገቡ : ቀርቦ : የተቀ
መጠ : ገንዘብ : ከእርሱ : ጋር : ቢገኝ : ለእርሱ :
እንደሚገባው : ያፍረዱ ። በዳኛ : ትእዛዝ :
ከዚሁ : ለእርሱ : ያውጣጣ : በእርሱ : ላይና :

አንቀጽ ፡ ፵ ።

ወይይሉ ፡ ከመ ፡ ያስምዑ ፡ ላዕሊዑ ፡ ወላዕላ ፡
ዘተረከበ ፡ ምስሌዑ ። ወለእመ ፡ ኢተረከበ ፡
ምስሌዑ ፡ ምንትኒ ፡ ንዋይ ፡ ወለእመ ፡ ኮነ ፡
ዘረከበ ፡ ላዕላ ፡ ወከሃሌ ፡ ላዕላ ፡ መግቦቱ ፡
ደለዎ ፡ ከመ ፡ ይንሥእ ፡ ወደሕፅኖ ፡ ወእመ ፡
አኮሰ ፡ ይንሥእ ፡ መጋቤ ፡ ንዋየ ፡ ምጽዋት ፡ በቅ
እዛዘ ፡ ፈታሒ ፡ ወየዐዐ ፡ ለዘየሐፅኖ ፡ እመኒ ፡
እምነበ ፡ ዘየሐፅኖ ፡ ለእመ ፡ ፈቀደ ፡ ወእመ ፡
አኮሰ ፡ ያስተዋዕለ ፡ ላዕሊዑ ፡ እምንዋየ ፡ ምጽ
ዋት ፡ ዘይትፈቃድ ፡ ለተሐገራኛቱ ፡ ወትምህ
ርቱ ፡ ግብረ ፡ እድ ።

፳፻፪ ወከማው ፡ ለእመ ፡ ኮነ ፡ ዘረከበ ፡ ገብረ ፡
ምእመነ ፡ አው ፡ ኢእማኔ ፡ ዘኢያቅደመ ፡ ብሃለ
ከመ ፡ ውእቱ ፡ ውሉደመ ፡ ለእለ ፡ ኢየአምኑ ፡
ወዘይቤ ፡ ዘኢየ ፡ ውእቱ ፡ ወአቀመ ፡ ሰምዐ ፡
ጥያቄ ፡ የዐብዎ ፡ ኪያው ፡ ዘኮነ ፡ ከዋኖ ። ወይይ
ልዎ ፡ ለዘየሐፅኖ ፡ ከመ ፡ ያንብሮ ፡ ኅቤዑ ፡
ከመ ፡ ወልዱ ፡ ወይምዐር ፡ ግብረ ፡ እድ ፡ እንቀ
ይፈቅድ ፡ ኪያ ፡ ለውሉደ ፡ ዘአው ፡ አው ፡ ዘተ
ከሥተ ፡ ሎቱ ፡ እምልዑናዑ ፡ ዘይበቀዎ ፡ ሎቱ ፡
በእምጣነ ፡ ቱሳሔያተ ፡ ጠባይዓው ፡ ወይትኖ
ለዎ ፡ በዝንቱ ፡ ኅበ ፡ ዘይጸንን ፡ መንገሌዑ ፡
ወዘይፈቅዶ ፡ ወይንሥእ ፡ በለብዎተ ፡ እምነቱ ፡
ወይግበር ፡ በከመ ፡ ይይሉ ፡ ለሃይማኖቱ ።

፳፻፫ ክፍል ፡ ዘይተልዎ ፡ ለዝንቱ ፡ ወዘሂ ፡ አግ
ብእ ፡ ጐያዬ ፡ እምነበ ፡ ዘጐየ ፡ እምኒው ፡
እመኒ ፡ ወልዶ ፡ አው ፡ ገብረ ፡ ዘአው ፡ አው ፡
ዘተሐተ ፡ ምገበ ፡ ዘአው ፡ ይይሉ ፡ ከመ ፡ የዐብ ፡
ዘወዘዐ ፡ በእንቱአው ፡ እመ ፡ ለሊዑ ፡ የኅሪ ፡
እመ ፡ የኅድኅ ፡ በእንተ ፡ ጽድቅ ፡ ወእመ ፡ ይን
ሥእ ፡ እምኒው ። ወዓስቡኒ ፡ በእምጣነ ፡ ግማው ፡
ወበእምጣነ ፡ ፍኖት ፡ ዘዐሎ ፡ ማእከለ ፡ ፪ቱ ፡
መካናት ፡ እንተ ፡ አግብእ ፡ ኅቤዑ ፡ እምኒው ፡
ወመጠነ ፡ ዕድሜ ፡ እምእመ ፡ ተኅጥእ ፡ እስከ ፡
ያገብእ ። ወለእመ ፡ ጐየ ፡ እምነበ ፡ ዘአግብእ ፡
ኢይደልዎ ፡ ዕዳ ፡ አሳ ፡ ይይልዎ ፡ ያስምዕ ፡
ላዕላ ፡ ንፍሱ ፡ ከመ ፡ ውእቱ ፡ ንሥእ ፡ ከመ ፡
ያግብእ ፡ ኅበ ፡ እግዚእ ። ወእመኒ ፡ ኮነ ፡ ዘጐየ ፡
ገብረ ፡ አው ፡ አኅዘ ፡ ፈደይ ፡ ወውሂብ ፡ ላዕላ ፡
ዘንሥእ ፡ በአኅዘ ፡ ይከውን ።

፳፻፬ ክፍል ፡ ወዘንገይ ፡ ወኢተእምረ ፡ መካኑ ፡
እመ ፡ ሕያው ፡ ውእቱ ፡ አው ፡ አልዐ ፡ ወተረ
ከበ ፡ ሎቱ ፡ ንዋይ ፡ ያብጽሕዎ ፡ ኅበ ፡ ፈታሒ ፡

ከጠፋ ፡ በኋላ ፡ ስለሚገኝ ።

ከእርሱ ፡ ጋር ፡ በተገኘው ፡ ላይ ፡ ሊያዳኙ ፡ ይገ
ባል ። ከእርሱ ፡ ጋር ፡ ምንም ፡ ገንዘብ ፡ ባይገኝ ፡
ያገኘው ፡ ሰው ፡ ባለጸጋኛ ፡ እርሱን ፡ መመገብ ፡
የሚቻለው ፡ ቢሆን ፡ ወስዶ ፡ ያሳድገው ፡
ዘንድ ፡ ተገባው ። ያለዚያ ፡ ግን ፡ በምጽዋቱ ፡
ገንዘብ ፡ የተሾመው ፡ ሰው ፡ በዳኛ ፡ ትእዛዝ ፡
ይውሰደው ። ከሚያሳድገውም ፡ ዘንድ ፡ ቢሆን ፡
ቢወድ ፡ ለሚያሳድገው ፡ ይስጠው ። ይህም ፡
ባይሆን ፡ ግን ፡ ለሚያድግበትና ፡ ተግባሩ ፡ እድ
ለሚማርበት ፡ የሚያሻውን ፡ ከምጽዋቱ ፡ ገን
ዘብ ፡ ያወጣጣ ። እንዲሁም ፡ ያመነ ፡ ወይም ፡
ያላመነ ፡ ባሪያ ፡ ያገኘ ፡ ሰው ፡ ወይም ፡ ካላመኑ ፡
ስዎች ፡ ልጆች ፡ ወገን ፡ እንደ ፡ ሆነ ፡ መናገርን ፡
ያላስቀደመ ፡ የእኔ ፡ ነውም ፡ የሚል ፡ የማስረጃ ፡
ምስክርም ፡ የጠራ ፡ ቢሆን ፡ የሆነ ፡ ዑኛ ፡ እር
ሱን ፡ ይስጡት ። ለአሳዳጊው ፡ እንደ ፡ ልጁ ፡
አድርጎ ፡ በእርሱ ፡ ዘንድ ፡ ሊያኖረው ፡ ይገባ
ዋል ። ለልጆቹ ፡ የሚሻውን ፡ የእጅ ፡ ሥራ ፡
ወይም ፡ ለባሕርይ ፡ እንደሚሰማግግው ፡ መጠን ፡
ለእርሱ ፡ የሚጠቅመውን ፡ ከልቡናው ፡ የተገለ
ጸላትን ፡ ያስተምረው ። ወይ ፡ እርሱ ፡ በሚያዘ
ነብልበት ፡ ገንዘብ ፡ በሚወደው ፡ በዚህ ፡ ይከ
ባከበው ። እምነቱንም ፡ በማስተዋል ፡ ይያ
ዘው ። ለሃይማኖቱ ፡ እንደሚገባ ፡ ያድርግ ።

፳፻፭ ክፍል ፡ ከዚህ ፡ የሚከተለውን ፡ ይናገራል ።
ኮብላዩን ፡ ከኮለለበት ፡ የመለሰ ፡ ሰው ፡ ልጁ
ንም ፡ ቢሆን ፡ ወይም ፡ ባሪያውን ፡ ወይም ፡
ከእርሱ ፡ አስተዳደር ፡ ሥር ፡ ያለውን ፡ ስለ ፡
ጽድቅ ፡ ቢተውውና ፡ ከእርሱም ፡ ቢወስደው ፡
እርሱ ፡ መርጦ ፡ የሰጠውን ፡ ገንዘብ ፡ ሊስጥ ፡
ይገባዋል ። ዋጋውም ፡ በድካሙ ፡ ልክና ፡ ከእ
ርሱ ፡ ወይ ፡ እርሱ ፡ በመለስበት ፡ በሁለቱ ፡
ቦታዎች ፡ መካከል ፡ ባለ ፡ ጎዳና ፡ ልክ ፡ ከጠፋ
በት ፡ ጊዜ ፡ ጀምሮ ፡ እስከሚመለስበት ፡ ጊዜ ፡
ልክ ፡ ነው ። ከመለስበት ፡ ቦታ ፡ ቢጠፋ ፡ ዕዳ ፡
አይገባውም ። ወደጌታው ፡ ሊመልሰው ፡ እርሱ
እንደ ፡ ወስደው ፡ ለራሱ ፡ ሊያስመስክር ፡ ይገባ
ዋል ፡ እንጂ ። የጠፋው ፡ ገንዘብ ፡ ባሪያ ፡ ወይም
የሚከፈል ፡ መያዣና ፡ ስጦታ ፡ ቢሆን ፡ ለያ
ዘው ፡ ሰው ፡ በመያዣ ፡ ይሆናል ።

፳፻፮ ክፍል ፡ እሩቅ ፡ ዐገር ፡ የሄይ ፡ ሰው ፡ ፀታ
ውም ፡ ባይታወቅ ፡ ሕያውም ፡ እንደሆነ ፡ ወይም
እንዳልሆነ ፡ ገንዘቡ ፡ ቢገኝለት ፡ ወይዳኛ ፡

አንቀጽ : ፵፩ ።

በገንዘብ ፡ ስለሚያዝዝ ።

ወረታሪ ፡ ይሳይም ፡ ላዕሊው ፡ መጋዘ ፡ ምእመን ፡ ዘይበቀኝ ፡ እመኔ ፡ በእንተ ፡ ጎድቅ ፡ ራቁዶ ፡ እው ፡ በተዓስቦ ፡ ከመ ፡ ይሰቀብ ፡ ንዋዮ ፡ ወይንግን ፡ ለዘላቅቱ ፡ ወይሰተዋዕን ፡ ላሰለ ፡ ሰብእ ፡ ወይፍዲ ፡ ተለቅሖቶ ።

ያድርሱ ፡ ዳኛውም ፡ የሚጠቅም ፡ ታማኝ ፡ ሹም ፡ ይሹምለት ። ስለ ፡ ጽድቅ ፡ ወዶ ፡ ወይም በዋጋ ፡ በገን ፡ ገንዘብን ፡ ይጠብቅ ፡ ዘንድ ። ያበደረውንም ፡ ይቀበላለት ። ለበተ ፡ ሰብእ ፡ ቸም ፡ ያመጣጣ ። የተበደረውንም ፡ ይክፈል ።

፩ሺ፪፻፵፮ ወመፍትሔ ፡ ከመ ፡ ያሰተጸንዕ ፡ ዘሐደሰ ፡ በቅድመ ፡ ሰማዕት ፡ ወጽሐፈ ፡ ታሪክ ። ወእምክመ ፡ ኅለፈ ፡ ብዙን ፡ መዋዕለ ፡ እምዙተረክበ ፡ ይፍትሖ ፡ ፍትሖ ፡ ማእከለ ፡ እለ ፡ ይደልዎሙ ። ለእመ ፡ እኮን ፡ ሕያው ፡ በኃላ ፡ ንዋዮ ፡ ይትካፈሉ ፡ ወይረሱ ፡ ድልው ፡ ሎሙ ፡ ለእለ ፡ ረዘቡ ፡ እሚሃ ፡ አምድኅሪ ፡ ተቀብጸ ፡ እስከ ፡ ይትረከብ ፡ እይትካፈሉ ፡ ዘረከብም ፡ ለንዋዮ ፡ እይረሱ ፡ ወእያውርሱ ።

፩ሺ፪፻፵፮ በምስክር ፡ ፊትና ፡ ይብደቤ ፡ በመጻፍ ፡ ያይሰውን ፡ ሊያጸና ፡ ይገባዋል ። ከተገኘ ፡ በኃላ ፡ ብዙ ፡ ቀን ፡ ካለፈ ፡ መውረሱ ፡ በሚገባቸው ፡ ሰዎች ፡ መካከል ፡ ፍርድ ፡ ይፍረዱ ። ዛለገን ዘቡ ፡ ሕያው ፡ ዛይዮን ፡ ያንገዜ ፡ ላገኙት ፡ ሊካፈሉና ፡ ሊወርሱ ፡ ይገባቸዋል ። ተሰፋ ፡ ከተቈረጠ ፡ በኃላ ፡ ገንዘብን ፡ ያገኙት ፡ እይካፈሉ ። እይውረሱ ። እያውርሱም ።

አንቀጽ : ፵፬፡፮ ።

በእንተ ፡ ዘይኤዝዝ ፡ በንዋዮ ።

አንቀጽ : ፵፬ ።

በገንዘብ ፡ ስለሚያዝዝ ፡ ይናገራል ።

፩ሺ፪፻፵፯ ሥርዓትሰ ፡ በዘንቱ ፡ እንቀጽ ፡ ይትካፈል ፡ ኅበ ፡ ጅቱ ፡ ክፍል ። ንዋዮ ፡ ዘይኤዝዝ ፡ ቦቱ ፡ ወእጽሕፎቱ ፡ ወሱሙ ፡ ለዘይኤዝዝ ፡ ወለዘይኤዝዝ ፡ ሎቱ ፡ ወዘይኤዝዝ ፡ ኪያው ፡ ወዘይኤዝዝ ፡ ዘምሂ ።

፩ሺ፪፻፵፯ ሥርዓትሰ ፡ በዚህ ፡ እንቀጽ ፡ ከእምስት ፡ ክፍል ፡ ይከፈላል ። የሚያገዝበት ፡ ገንዘብና ፡ እጻጻፍ ፡ የሚያዘው ፡ ሰው ፡ ሰም ፡ የሚያዙለት ፡ ሰው ፡ እርሱን ፡ የሚያዘዙትም ፡ ትእዛዝ ፡ የሚያዘዙትም ፡ ሰው ፡ ናቸው ።

፩ሺ፪፻፵፰ ቀዳሚ ፡ በእንተ ፡ ትእዛዝ ፡ ወጽሕፈተሂ ፡ ጠለ ፡ ጽወጃዬ ። ንዋዮሰ ፡ ዘይኤዝዝ ፡ ቦቱ ፡ በምክር ፡ ድልው ፡ ወኑቱ ፡ ዘይራቅዶ ፡ ሰብእ ፡ ከመ ፡ ይመጽውት ፡ እምንዋዮ ፡ እምድኅሪ ፡ ሞቱ ፡ ዘተርፈ ፡ እምን ፡ ዘያወርሰ ፡ ወይደሉ ፡ ገበርቱ ፡ በዘመ ፡ ታሎሙ ፡ ለነበያት ፡ ወለላባውያን ፡ እሰመ ፡ እሳይያሰ ፡ ነበይ ፡ ይበሎ ፡ ለሕዝቅያሰ ፡ ንጉሥ ፡ በታለ ፡ እግዚአብሔር ፡ ልዑል ፡ እዝመሙ ፡ ለደቁቅዜ ፡ እሰመ ፡ እንተ ፡ ትመውት ። ወለባውያንኒ ፡ ብዙኃን ፡ እምኔ ዮሎሙ ፡ እዘዙ ፡ እመኔ ፡ በዘይመጸውትም ፡ ለጽኑሳን ፡ ወዞ ፡ ዘይጉልቱ ፡ ኪያው ፡ ወየሰብዎሙ ፡ ለእለ ፡ ሀሙ ፡ ተጽናሰ ፡ ወለእጽኑሳን ።

፩ሺ፪፻፵፰ መጀመሪያ ፡ ስለ ፡ ትእዛዙና ፡ ስለእጻጻፍም ፡ ይናገራል ። ጠለ ፡ ጽፎ ። በተገባ ፡ ምክር ፡ የሚያዘበት ፡ ገንዘብ ፡ ከሚያወርሰው ፡ የተረፈውን ፡ ከሞቱ ፡ በኃላ ፡ ይመጽውት ፡ ዘንድ ፡ ሰው ፡ የሚሻው ፡ ነው ። እንደ ፡ ነበያትና ፡ እንደ ፡ እስተዋዮች ፡ ሰዎች ፡ ቃል ፡ መሥራቱ ፡ ይገባል ። ነበይ ፡ እሳይያሰ ፡ በልዑል ፡ እግዚአብሔር ፡ ቃል ፡ ንጉሥ ፡ ሕዝቅያሰን ፡ እንተ ፡ ትሞታለህና ፡ ልጆቻዜን ፡ እዘዛቸው ፡ ብሎታታልና ። (፪ ፡ ነገ ፡ ጽ ፡ ፩) ። ከእስተዋዮችም ፡ ብዙዎቹ ፡ ለችግረኞች ፡ በሚመጸውቱትም ፡ በገን ፡ እዘዙ ። የጉለቱትም ፡ እለ ። ችግር ፡ ላለባቸውና ፡ ላልተቸገሩትም ፡ ሰጧቸው ።

፩ሺ፪፻፵፱ ወለዘሞተኒ ፡ ባሕቲቲቱ ፡ ይላውኖ ፡ ከመ ፡ የእዝዝ ፡ በጽድቅ ፡ ወእልዛቲ ፡ በቀኝት ፡ ለትእዛዝ ፡ እንዘ ፡ ሀለው ፡ ሕያው ፡ እዘዘሃ ፡ ከመ ፡ ታለ ፡ ጳውሎስ ፡ ሐዋርያ ።

፩ሺ፪፻፵፱ ለሚች ፡ ብቻ ፡ በእውነት ፡ ሊያዝዝ ፡ ይገባዋል ። እዛዘሞ ፡ ዘሕያውቲ ፡ ሥጋ ፡ ሳለ ፡ ትእዛዝ ፡ እንደሐዋርያ ፡ ጳውሎስ ፡ ቃል ፡ ጥቅም ፡ የላትም ። (ዕብ ፡ ፱ ፡ ፲፮) ።

፩ሺ፪፻፶፬ ጠለ ፡ ጽወጃዬ ፡ ወእዘዘሰ ፡ ይኩን ፡ በጽሐፍ ፡

፩ሺ፪፻፶፬ ጠለ ፡ ጽፎ ። ትእዛዝ ፡ ግን ፡ በጽሕፈትም ፡

ወዘእንበለ ፡ ጽሑፍ ፡ በትእዛዝ ፣ ወዘእንበለ ፡ ትእዛዝ ፡ ለዘያማኃፅንዎ ።

፩ሺ፪፻፵፩ ወእንተሰ ፡ በጽሑፍ ፡ ትትፌጸም ፡ በጽሑፈ ፡ ጽሑፍ ፡ አው ፡ በጽሑፈ ፡ ዘያማኃፅንዎ ፡ አው ፡ በጽሑፈ ፡ አዛዚ ፡ ወሀልዎተ ፡ ስማዕታት ፡ ጊዜ ፡ ተጽሕፎታ ፡ እንተ ፡ ትትላጸቅ ፡ በአሐተ ፡ ጽሑፍ ። ወስምዐ ፡ ይኩኑ ፡ በውስቴታ ፡ እሰ ፡ ጉቡአን ፡ እሙንቱ ፡ ወይኩን ፡ ኑልቆሙ ፡ ፯ተ አው ፡ ሿተ ፡ ለአመ ፡ ይትክሀል ፡ ወእመ ፡ አኮሰ ፡ ፫ተ ፡ አው ፡ ፪ተ ።

፩ሺ፪፻፵፪ ወይጽሑፍ ፡ ዘይኤዝዝ ፡ ውስቴታ ፡ ከዋነ ፡ ዘአሃ ፡ ወእማሬ ፡ ዕሰታ ፡ ወአስማተ ፡ ወራሰ ያኒሁ ፡ በጽሕፈተ ፡ እዴሁ ፡ እመ ፡ ጽሑፍ ፡ ውእቱ ፡ ወይበል ፡ ናሁ ፡ አነ ፡ ረሰዮከዎሙ ፡ ሰእገሌ ፡ ወሰእገሌ ፡ ወራሰዮን ፡ ዘአየ ። ወእመሰ ፡ ኢኮነ ፡ ጸሐፊ ፡ ይጽሑፍ ፡ እሰ ፡ ይከውኑ ፡ ስምዐ ፡ ህዩንቱሁ ፡ አስማቲዎሙ ፡ ሰወራሰ ያኒሁ ። ወይደሉ ፡ ከመ ፡ ይኩን ፡ ስምዐ ፡ በውስቴታ ፡ ጽሑፍ ፡ ዘአሃ ፡ ወአዛዚ ፡ ዘዝኩር ፡ ውስቴታ ፡ ወሰዘሰ ፡ ይኤዝዝ ፡ ሎቱ ፡ አልቦ ። ወይኩን ፡ ዓዲ ፡ ጽሕፈቶሙ ፡ ሰወራሰዮን ፡ በውስቴታ ፡ እንዘ ፡ ይብሉ ፡ ሠመርን ፡ በዘተጽሕፈ ፡ በውስቴታ ።

፩ሺ፪፻፵፫ ወእንተሰ ፡ ትከውን ፡ ዘእንበለ ፡ ጽሑፍ ፡ ኢትኩን ፡ በተንሕልዎ ፡ ጽሕፈት ፡ ወእንተሰ ፡ ትከውን ፡ ዘእንበለ ፡ መጽሐፍ ፡ አሰመ ፡ ትከውን ፡ በእንተ ፡ ግብረ ፡ ጽሕፈት ፡ ወአይደሉ ፡ ዘእንበለ ፡ ስማዕት ፡ ወአይትክሀል ፡ ዘእንበለ ፡ በሀላዊ ፡ ስማዕት ። መክ ፡ ፲፩፻፳፯ ፡ ወአይደሉ ከመ ፡ ይኩን ፡ ትእዛዝ ፡ በጽሑፍ ፡ ተአዛዘ ።

፩ሺ፪፻፵፬ መክ ፡ ሳዕቅቱ ፡ ፺፯፻፳፯ ፡ መስ ፡ ሳዕቅቱ ፡ ይደሉ ፡ ከመ ፡ ያውዕኡ ፡ ቅድመ ፡ እምንዋይ ፡ ዘኅደገ ፡ አዛዚሃ ፡ ዘይትፈቀድ ፡ ለግንዘቱ ፡ ወሰከራይዮን ፡ ወለመቃብሩ ፡ ወሰራደዮ ፡ ዕዳ ፡ ዘላዕሌሁ ፡ አው ፡ ጸባሕት ፡ ወሰእመ ፡ አልቦ ፡ ዘእንበለሃ ።

፩ሺ፪፻፵፭ መስ ፡ ሳዕቅቱ ፡ ወአይደሉ ፡ ከመ ፡ ይትኅሠሡ ፡ በውስተ ፡ ዘተአዘዘ ፡ ቦቱ ፡ እምቅድመ ፡ ተሰዕ ፡ መዋዕል ፡ ወትእዛዝሰ ፡ ትሰራዕ ፡ በቃል ፡ ርቱዕ ፡ ለእመ ፡ አገብረ ፡ ኪያሃ ፡ እመኒ ፡ በገቢር ፡ ከመ ፡ ሠይጥ ፡ ወአግዕዞ ፡ እምግብርናት ፡ ወአውሰቦ ፡ አመት ፡ ወራድ

ያሰ ፡ ጽሕፈትም ፡ በትእዛዝ ፡ ያለ ፡ ትእዛዝም ፡ አደራ ፡ ላስጠበቁት ፡ ሰው ፡ ይሁን ።

፩ሺ፪፻፵፩ በጽሑፍ ፡ የምትፈጸመውሰ ፡ በጽሑፈ ፡ ጽሕፈት ፡ ወይም ፡ ባደራ ፡ ተቀባይም ፡ ጽሕፈት ፡ ወይም ፡ በእዛዝ፣ ጽሕፈት ፡ ነው ። በአንዲት ፡ እጻጻፍ ፡ እንዲት ፡ የምትሆን ፡ ትእዛዝ ፡ በተጻፈች ፡ ጊዜ ፡ ምስክሮች ፡ ባሉበት ፡ ይሁን ። በውስጡዋ ፡ የተሰበሰቡት ፡ (የተጻፉት) ፡ ምስክሮች ፡ ይሁኑ ። ቢቻል ፡ ቀጥራቸው ፡ ሰባት ፡ ወይም ፡ አምስት ፡ ይሁን ። ባይቻል ፡ ግን ፡ ፫ ፡ ወይም ፡ ፪ ፡ ይሁን ።

፩ሺ፪፻፵፪ እዛዝም ፡ የሚጽፍ ፡ ከሆነ ፡ እኳኋኋና ፡ የቀኑን ፡ ምልክት ፡ የወራሾቹንም ፡ ስም ፡ በእጁ ጽሕፈት ፡ ይጻፍ ። እነሆ ፡ እገሌንና ፡ እገሌን ፡ የእኔ ፡ ወራሾች ፡ አደረግኋቸው ፡ ይበል ። የማይጽፍ ፡ ቢሆን ፡ ግን ፡ ምስክር ፡ የሚሆኑት ፡ ሰዎች ፡ ስለእርሱ ፡ ፈንታ ፡ የወራሾቹን ፡ ስም ፡ ይጻፉ ። የጻፉትና ፡ በውስጧ ፡ የተጠቀሰው ፡ አዛዥ ፡ ምስክር ፡ ሊሆን ፡ ይገባል ። ለሚያዝዙ ስት ፡ ሰው ፡ ግን ፡ እይገባውም ። ዳግመኛም ፡ በውስጧ ፡ የወራሾች ፡ እጻጻፋቸው ፡ በውስጧ ፡ በተጻፈው ፡ ተሰማምተናል ፡ ብለው ፡ ይሁን ።

፩ሺ፪፻፵፫ ያሰጽሕፈት ፡ የምትሆን ፡ ግን ፡ ጽሑፍን ፡ በመተናኮል ፡ አይሁን ። ያሰጽሕፈት ፡ የምትሆንሰ ፡ ስለጽሕፈት ፡ ሥራ ፡ ትሆናሰችና ፡ ያሰምስክር ፡ አይገባም ። ያሰ ፡ ምስክሮችም ፡ መኖር ፡ አይቻልም ። መክ ፡ ፲፩ ፡ ትእዛዝ ፡ በታዘዘሰት ፡ ሰው ፡ ጽሑፍ ፡ ሊሆን ፡ አይገባም ።

፩ሺ፪፻፵፬ መክ ፡ ሳዕቅ ፡ ፺፯ ። መስ ፡ ሳዕቅ ፡ አዛዥ ፡ ከተዋት ፡ ገንዘብ ፡ አስቀድሞ ፡ የሚያሻው ፡ ለመግነዙ ፡ ለመቃብር ፡ ቆሩሪዎች ፡ ለመቃብሩ ፡ ያሰበትን ፡ ዕዳ ፡ ወይም ፡ ግብር ፡ ስመክፈል ፡ ሊያወጣጡ ፡ ይገባል ። ከእርሷ ፡ በቀር ፡ ባይኖርበት ።

፩ሺ፪፻፵፭ መስ ፡ ሳዕቅ ፡ በታዘዘበት ፡ ገንዘብ ፡ ውስጥ ፡ ከዘጠኝ ፡ ቀኖች ፡ አስቀድሞ ፡ ሊፈላሰጉ ፡ አይገባም ። ትእዛዝሰ ፡ እርሷን ፡ ካልሠራ ፡ በሚገባ ፡ ቃል ፡ ትሻራሰች ። በመሥራትም ፡ ቢሆን ፡ ይኸውም ፡ እንደመሸጥ ፡ ከባርነት ፡ ነፃ ፡ እንደማውጣት ፡ ሴት ፡ ባሪያ ፡ እንደማግባት ፡ ያለ ፡

ፋደሰ ፡ ለአመ ፡ ዘረወ ፡ ዘእማኅፀንዎ ፡ ኪያሁ ፡
 አው ፡ ለአመ ፡ አስተዋፅኦ ፡ ኪያሁ ፡ አስተዋፅ
 ላተ ፡ ዘያወፅኦ ፡ አምልክናሁ ፡ አው ፡ አስተዋ
 ፅኦተ ፡ ዘያበጥል ፡ ሰዎ ፡ ወዕዋቁሁ ። ወከመ ፡
 ኢይትወከፍ ፡ ዘተእዘዘት ፡ ሎቱ ፡ በሕይወቱ ፡
 ለዘእዘዘ ፡ ኪያሃ ፡ ወከሊላቱ ፡ ለዘነሥእ ፡ ኪያሃ ፡
 እምድኅረ ፡ ዕረፍቱ ፡ ወበተጋጥላቱ ፡ ለዘተእ
 ዘዘ ፡ ሎቱ ፡ እምቅድመ ፡ ተጋጥላቱ ፡ ለዘእዘዘ ።

፩ሺ፪፻፵፮ ጠሰ ፡ ጽወ፩፩ ፡ ወትፀራዕ ፡ በትእዛዝ ፡ እንተ
 ትመጽእ ፡ እምድኅረሃ ፡ እመኒ ፡ ኮነት ፡ እንተ ፡
 ቀደመት ፡ በጽሑፍ ።

፩ሺ፪፻፵፯ መክ ፡ ጽወ፮፮ ፡ ኢይትፈጸም ፡ ንዋየ ፡
 አዛዚ ፡ ለአመ ፡ ሀሎ ፡ ንዋየ ፡ ባዕድ ፡ ዘእንበለ ፡
 ለአመ ፡ ኢወሀብዎ ፡ ለበዓለ ፡ ንዋይ ።

፩ሺ፪፻፵፰ ጠሰ ፡ ጫ፫፫ ፡ መክ ፡ ፲፱፫፫ ፡ ወለአመ ፡
 ኮነ ፡ ዘእዘዘ ፡ ሎቱ ፡ እምቅድመ ፡ ውኣቱ ፡
 ይትመጠው ፡ ዘእዘዘ ፡ ሎቱ ፡ ዘኢኮነ ፡ ምእ
 መነ ፡ በጊዜ ፡ ትእዛዝ ፡ አው ፡ እምድኅረሁ ፡
 አው ፡ ለአመ ፡ ኮነ ፡ ናሁ ፡ ሠርዐ ፡ ላዕለ ፡ ሕይ
 ወተ ፡ አዛዚ ፡ በሕምዝ ፡ አው ፡ በካልእ ።

፩ሺ፪፻፵፱ ጠሰ ፡ ጽወ፭፭ ፡ ወለአመ ፡ ኮነ ፡ ትእዛዝ ፡
 ዚአሁ ፡ እምተዋርሶ ፡ ዘይትመለክ ፡ ወወራሲሰ ፡
 ዘይደልዎ ፡ ካልእ ፡ ወለአመ ፡ ኢይክውን ፡ ዘተ
 ጽሕፈ ፡ በዘቀደመ ፡ ውስተ ፡ መጽሐፍ ፡ ወስ
 ማዕታት ፡ ውስቱቱ ፡ ወዘእንበለ ፡ ዝንቱ ፡
 ለአመ ፡ ኢነገረ ፡ በእንተ ፡ ዘእዘዘዎ ፡ ሎቱ ፡
 ወበዘእማኅፀንዎ ፡ ቦቱ ።

፩ሺ፪፻፶ ዳግምኒ ፡ በእንተ ፡ ዘይኤዝዝ ፡ ወኢይቀውም ፡
 ትእዛዙ ፡ ለዘኢኮነ ፡ ብጼሐ ፡ እምጣን ፡ ወዘ
 ኢኮነ ፡ ግዑዘ ፡ ወዘኢኮነ ፡ ለባዌ ፡ ወኅሩየ ፡ ዘይ
 በቀሶ ፡ ለትእዛዝ ፡ በከመ ፡ ተጽሕፈ ፡ በእን
 ቀጸ ፡ ሐፃኒ ፡ ወይደልዎ ፡ ለአዛዚ ፡ ለአመ ፡
 ኢኮነ ፡ ዘይኤዝዙ ፡ ሎቱ ፡ ጠቢስ ፡ ወማእምረ ፡
 ክመ ፡ ይሢም ፡ ላዕሌሁ ፡ ዘየዐቅቦ ፡ ወይዝክር ፡
 ኪያሁ ፡ ውስተ ፡ መጽሐፈ ፡ ትእዛዝ ። ገላትያ ፡
 ፬፮ ፡ ወወራሲሰ ፡ እምጣነ ፡ ሕፃን ፡ ውኣቱ ፡
 አልቦ ፡ ፍልጠት ፡ ማእከሌሁ ፡ ወማእከለ ፡ አግ
 ብርት ፡ ወእንዘ ፡ ውኣቱ ፡ እግዚአሎሙ ፡ ለዙ
 ሎሙ ፡ ወባሕቱ ፡ ይትዐቀብ ፡ ታሕተ ፡ አደ ፡
 ሐፃኒ ፡ ወመጋቢ ፡ እስከ ፡ ይበጽሕ ፡ ዕድሜ ፡
 ዘዐደሞ ፡ አቡሁ ።

ነው ። ይልቁንም ፡ አደራ ፡ ያስጠበቁትን ፡ ገን
 ዘብ ፡ ቢበትን ፡ ወይም ፡ ከባለቤትነት ፡ የሚያ
 ወጣውን ፡ ማወጣጣት ፡ ወይም ፡ ስሙንና ፡
 መታወቂያውን ፡ የሚያጠፋ ፡ ማወጣጣት ፡ ቢያ
 ወጣጣ ፡ እርሷን ፡ ያዘዘ ፡ ሰው ፡ በሕይወቱ ፡
 እርሷን ፡ የተቀበለም ፡ ሰው ፡ ከዕረፍቱ ፡ በኋላ ፡
 በመክልከሉ ፡ ያዘዘ ፡ ሰው ፡ ከመታጣቱ ፡ አስቀ
 ድሞ ፡ የታዘዘለት ፡ በመታጣቱ ፡ የታዘዘችለትን
 እንዳይቀበል ፡ ነው ።

፩ሺ፪፻፶፩ ጠሰ ፡ ጽ፩ ። ምንም ፡ በጽሑፍ ፡ የቀደመች ፡
 ብትሆን ፡ በኋላዋ ፡ በምትመጣ ፡ ትእዛዝ ፡ ትፈ
 ርሳለች ።

፩ሺ፪፻፶፪ መክ ፡ ጽ፮ ፡ ለባለገንዘቡ ፡ ካልሰጡት ፡ በቀር
 የባዕድ ፡ ገንዘብ ፡ ካለ ፡ የእዛዥ ፡ ገንዘብ ፡ አይ
 ፈጸምም ።

፩ሺ፪፻፶፫ ጠሰ ፡ ጫ፫ ። መክ ፡ ፲፱ ። የታዘዘለት ፡ ሰው ፡
 ያዘዘለትን ፡ ከመቀበሉ ፡ አስቀድሞ ፡ በትእዛዝ ፡
 ጊዜ ፡ ወይም ፡ በኋላ ፡ አግኝቶ ፡ ያልሆነ ፡ ቢሆን ፡
 ወይም ፡ በእዛዥ ፡ ሕይወት ፡ ላይ ፡ በመርዝ ፡
 ወይም ፡ በሌላ ፡ እነሆ ፡ ከፋ ፡ የሠራ ፡ ቢሆን ፡
 አይፈጸምም ።

፩ሺ፪፻፶፬ ጠሰ ፡ ጽ፭ ። ትእዛዙ ፡ ከውርስ ፡ ገንዘብ ፡
 ቢሆን ፡ የሚገባውም ፡ ወራሽ ፡ ሌላ ፡ ቢሆን ።
 በደብዳቤውም ፡ ውስጥ ፡ በቀደመው ፡ የተጻፈ ፡
 ካልሆነ ፡ ምስክሮቹም ፡ በውስጡ ፡ ከሌሉ ፡
 ከዚህ ፡ በቀር ፡ ስለእዘዙለት ፡ አደራም ፡ ስለእስ
 ጠበቁት ፡ ባይናገር ።

፩ሺ፪፻፶፭ ሁለተኛውም ፡ ስለ ፡ አዛዚ ፡ ይናገራል ። እካለ ፡
 መጠን ፡ ያላደረሰ ፡ ነፃ ፡ የወጣ ፡ ካልሆነ ፡
 ራሱን ፡ ያልቻለ ፡ በእንቀጽ ፡ ሐፃኒ ፡ አንደተጻፈ ፡
 ለትእዛዝ ፡ የሚጠቅም ፡ አስተዋይ ፡ ራሱን ፡
 የቻለ ፡ ያልሆነ ፡ ትእዛዙ ፡ እይጸናም ። የሚያዙ
 ለት ፡ ሰው ፡ ብልህ ፡ ዐዋቂ ፡ ካልሆነ ፡ በእርሱ ፡
 ላይ ፡ የሚጠብቀው ፡ ሊሾምለት ፡ ይገባዋል ።
 እርሱንም ፡ በትእዛዙ ፡ ደብዳቤ ፡ ያስተውል ።
 ገላትያ ፡ ፩ ። ወራሽም ፡ ሕፃን ፡ በነበረበት ፡
 ወራት ፡ ለሁሉም ፡ ጌታ ፡ ሲሆን ፡ በእርሱና ፡
 በባሮቹ ፡ መካከል ፡ ልዩነት ፡ የለውም ። አባቱ ፡
 የቀጠረው ፡ ቀን ፡ አስኪደርስ ፡ ድረስ ፡ ገንዘቡ ፡
 በሐፃኒና ፡ በመጋቢ ፡ እጅ ፡ ይጠበቃል ፡ እንጂ ፡

፩ሺ፪፻፶፩ ጠሰ : ጽወ፩ዱ : ወለእመ : እዘዘ : ዘዐሎ : ታሕተ : ምግብና : እው : ዘኢኮነ : ብጹሐ : አምጣን : እው : ገብር : እው : ሕጹጸ : እእ ምሮ : ወጎጡአ : ልቡና : አይቀውም : ትእዛ ዘመ : ወለእመ : ሞተ : ሐፃኒ : ሰበ : ኮነ : ዘእ ንበላ : ሐፃኒ : ወካልኡኒ : ወውኡቱ : እንዘ : ግቡዝ : ወካልእ : እንዘ : ውእቱ : ለባዌ : ወሰ ዉር : ዘተወልደ : እንዘ : ዕውሩ : እው : ተዳ ደቆ : ሎቲ : ለዝንቲ : ትደሉ : ትእዛዙ ።

፩ሺ፪፻፶፪ መጅ : ጽወ፪ቱ : ወዘሂ : ተወልደ : እንዘ : ውኡቱ : በፃም : እው : ጽጹም : አልዘቱ : ትእዛዝ : ወለጽጹምሰ : ወለበፃም : ዘግብተ : ተዳደቆሙ : ዝንቲ : እመ : ይትከቡሎሙ : ጽሒፍ : ይቀውም : ትእዛዞሙ : ወለዐብድሰ : አይቀውም : ትእዛዙ ። ወዓዲ : ለገብርኒ : አይ ደልዎ : ዘእንበለ : በትእዛዝ : ዘይመልኮ ።

፩ሺ፪፻፶፫ ጠሰ : ጽወ፩ዱ : ወዘሂ : ኮነ : ብጹሐ : አም ጣን : ለገቢረ : ጽሒፍ : ወፈቀደ : ዘመ : ይግ በር : ማእከለ : ደቂቁ : ትእዛዘ : በጽሒፍ : ለያ አምሮሙ : ለክለ : ያወርሶሙ ። ወለእመ : ፈቀደ : ይጎድግ : ለብክሲቱ : እው : ለሰብእ : አፍአ : መጽሐፈ : ትእዛዝ : እው : ዘግሶዛን : ያአምሮሙ : ለወራሲያኒው : በሀልዎቶሙ : ለእለ : ሰምዐ : ይከውኑ : ዘመ : ይኩኑ : ሰምዐ : ሳዕለ : ፈጽሞተ : ዝንቲ ።

፩ሺ፪፻፶፬ ወአምዘመ : ፈቀደ : ዘመ : ይወልጥ : ምክሮ : ወይትመየጥ : እምኔቡ : ይደልዎ : ዘመ : ይሥ ጥወ : ለውእቱ : መጽሐፍ : ወየሐድሰ : ካልእተ : ትእዛዘ : ዘያጤይቅ : ባተ : ምክረ : ዘእቡ : ዘይኃሪ : ወከያሃ : ዘመ : ይግበር : በዐ ልዎተ : ኂቱ : እው : ኄቱ : ሰማዕት ። ወይዘ ክር : ሎሙ : ዘመ : ጡኡቱ : ናቡ : ገብረ : ዘንተ : ምክረ : ባሕቱ : ውኡቱ : አይፈቅድ : ዘመ : ይፈጽም : አላ : ይፈቅድ : ገቢረ : ካልእ : ወአምዝ : ዘመ : ይግበር : ትእዛዘ : ፍጹመ ።

፩ሺ፪፻፶፭ ጠሰ : ጽወ፩ቱ : ወእመሰ : ነደገ : ንዋየ : ወጸ ሐሮ : እምድጎረ : ዝንቲ : ለካልእ : ወኢዘከረ : አዕርዖቶ : ለቀዳማዊ : ለይትካፈልዎ : ነሎሙ : ለንዋይ ።

፩ሺ፪፻፶፮ ጠሰ : ጽወ፪ቱ : ወዘይኡዝዝሂ : አምድጎረ : ገቢረ : ትእዛዝ : ይደልዎ : ዘመ : ይወሰክ : ዲቢሃ : ወዘመ : ያንትግ : እምኔሃ : ጽሒፍ : በሀልዎተ : ሰማዕት : በዘይከውኑ : ሰምዐ ።

፩ሺ፪፻፶፩ ጠሰ : ጽ፩ ። በመተዳደር : ስር : ያለ : ወይም : እካለ : መጠን : ያሳደረሰ : ወይም : ባሪያ : ወ ይም : ኦውቀት : የጉደለውና : እእምሮውን : ያጣ : ቢያዝዝ : ትእዛዛቸው : አይጸናም ። ሞግ ዜት : ቢሞት : ያለሞግዚትም : ቢሆን ። ሁለተ ኛውም : ነፃ : ሳለ : ለሳውም : እስተዋይ : ሲሆን : ዕውር : ሁኖ : የተወለደ : ዕውር : ወይም : ይህ : ድንገት : ያገኘው : ትእዛዙ : ትገባላች : (ትፀናለች) ።

፩ሺ፪፻፶፪ መጅ : ጽ፪ ። ዲዳ : ወይም : ደንቆሮ : ሁኖ : የተወለደም : ትእዛዝ : የሰውም ። ዲዳና : ደን ቆሮ : ግን : ይህ : ደዌ : ድንገት : ያገኛቸው : ቢሆኑ : መጻፍ : ከተቻላቸው : ትእዛዛቸው : ይጸናል ። ለዕብድ : ግን : ትእዛዙ : አይጸናም ። ዳግመኛም : ለባሪያ : በገዥው : ትእዛዝ : ካል ሆነ : በቀር : አይገባውም ።

፩ሺ፪፻፶፫ ጠሰ : ጽ፩ ። ጽሒፍ : ለማድረግ : እካለ : መጠን : ያደረሰ : ቢሆን : በልጆቹ : መካከል : ትእዛዙን : በጽሕፈት : ሊያደርገው : ቢወድ : ለሚያወርሳቸው : ያስታውቃቸው ። ለምሽቱ : ወይም : ለውጭ : ሰው : የትእዛዝ : ወይም : የነፃነት : ደብዳቤ : ሊተው : ቢወድ : ይህን : ለመፈጸም : ምስክር : ይሆኑ : ዘንድ : ምስክር : የሚሆኑ : ሰዎች : ባሉበት : ለወራሾቹ : ያስታ ውቃቸው ።

፩ሺ፪፻፶፬ ምክሩን : ሊለውጥ : ከእርሱም : ሊመለስ : ቢወድ : ያንን : ጽሒፍ : ቀይ : የኋለኛውን : ምክሩን : የሚያስረዳበት : ሁለተኛዋን : ትእ ዛዝ : ሊያደርስ : አርሲንም : ሰባት : ወይም : አምስት : ምስክሮች : ባሉበት : ሊያደርግ : ይገ ባዋል ። እነሆ : ይህንን : ምክር : አርሱ : እንዳ ደረገ : ያስታውሳቸው ። ነገር : ግን : እርሱ : ሊፈጽም : አይወድም ። ሌላ : ሊያደርገው : ይወዳል : እንጂ ። ከዚህ : በኋላ : ፍጹም : ትእ ዛዝ : እንዲያደርግ : ነው ።

፩ሺ፪፻፶፭ ጠሰ : ጽ፩ ። ገንዘቡን : ቢተው : ከዚህ : በኋላ : ለሌላው : ቢጽፈው : ለመጀመሪያው : መሻሩን : ካልጠቀሰ : ገንዘቡን : ሁሉም : ይከ ፈሉት ።

፩ሺ፪፻፶፮ ጠሰ : ጽ፪ ። የሚያዝዝም : ትእዛዝ : ከማድ ረግ : በኋላ : በሚመሰክሩ : ገንዘብ : ምስክ ሮች : ባሉበት : ጽፎ : በእርሷ : ላይ : ሊጨ ምር : ወይም : ከእርሷ : ሊቀንስ : ይገባዋል ።

፩ሺ፪፻፶፯ ጽወ፩ዱ : ወለመሰ : እፈቀደ : ዘይኤዛዝ : ከመ : ያእምሮጦ፡ ለእለ : ያከውን : ሰምዐ : በጽሕፈተ : ዘእሁ : ያጠብልሎ : ለመጽሐፍ : እስከ : ፍጻሜሁ : ወራጺሞ : የዐዐጦ፡ ለእለ : ያከውን : ሰምዐ : ወይብሎጦ፡ ቁቲ : ትእዛዘ : መጽሐፍ : ትእዛዘ : ዘእሦ : ያእቲ : ወእምድ ጎረ : ዝንቲ : ሰምዐ : ያኩን : ሰማዕታት : በ፩ዱ ጊዜ : ወይኅትምዎ =

፩ሺ፪፻፶፰ መለእመ : ተከሥተ : ከመ : እዛዘ : ኮን : ያፈ ትድ : ከመ : ያብክር : ካልእነ : ሰብእ : ወእፈ ጸመ : ቃሎ : እያረሰ : ወእ : እለ : ዘከሮጦ፡ ውእቲ : መለእመ : ዐለምጦ : ለእንዋሁ : ንዋይ : ዘተደመረ : እያክልእዎ : ለእ፩ዱ : እም ኒሆጦ፡ ከመ : የእዝዘ : በክፍለ : ዘእሁ =

፩ሺ፪፻፶፱ ትሑ : ዘ፲ወጀቲ : ወለእመ : ዐለዋሁ : ለብ እሲ : ጀቲ : እንስት : ወእፍቀራ : ለእሐቲ : እም ኔሆን : ወጸልእ : ለካልእታ : ወወለደ : እምኔ ሆን : ውሉደ : ወራቀደ : በጊዜ : ሞቲ : ከመ : ያጠርሶጦ፡ ንዋየ : ዘእሁ : ለደቲቲ : እያይ ልዎ : ሎቲ : ከመ : ያዕዘ : ወልዳ : ለእንተ : እፍቀራ : እምወልዳ : ለእንተ : ጸልእ =

፩ሺ፪፻፷ ግልሰ : ለዘይኤዛዝ : ሎቲ : መክ : ሯቲ : እያ ደሉ : ከመ : ያኩን : እምእለ : ተግዛዳ : በወ ሃእ : እምትእዛዛት : እምላካውያት : ወእምሃይ ማኖት : ወዘይመልክ : ካልኦ : እንበለ : እም ላክ : ወእምግባሩ : ዘተመትረ : እምፍኖተ : ምእመናን : ከመ : ያይመር : ምስለ : ኃጥእን : እስመ : ሐዋርያ : ያዜ : እያ : ስታፈ : በጦ፡ ለምእመናን : ምስለ : እለ : እያእምኑ : ወእ ዘዞጦ፡ ለምእመናን : ከመ : ያትፈለጡ : እም እሉ : ወዘይመስልዎጦ፡ እስመ : ፈለሱ : እም እሚን : ኅዘ : ክእደት : ውኅበ : ካልኦን : እከ ያት : ዘውእቶጦ፡ ዘምዎ : ወዘይመስልዎጦ፡ ለእሱ : ለእመ : እተፈለጡ : ወእኅደት : ወእ ተመዶጡ : መንገለ : እሚን : ከመ : ያትካፈሉ : ንዋየ : ተዋርሶ : ወእምድጎረ : ተፈልጦሰ : እም ኔሃ : ኢኮን : በከመ : ተነግረ : በእንቀጽ : ርስት : ወይቀውም : ትእዛዘ : ለመራሰዎን : ነሎጦ፡ እው : ለመንፈቆጦ፡ እው : ለካልእ : እምኔ ሆጦ፡ በዘኮን : እፍእ : እምዘይደልዎጦ፡ ተዋ ርሶ =

፩ሺ፪፻፷፩ ጽ፩ = እዛኻር : ምስክርኻ : የሚሆኑትን : በጽ ሐፈቲ : ሊያሰታውቃቸው : ባይወድ : የኑዛዜ ውን : ጽሑፍ : እስክ : መጨረሻው : ደብዳቤ ውን : ያሸገው = ከጨረሰም : በኋላ : ምስክር : ለሚሆኑ : ሰዎች : ይህች : የደብዳቤ : ትእዛዝ : የኔ : ትእዛዝ : ናት : ብሎ : ያስጠቅቀው = ከዚህ : በኋላም : ምስክርኻ : ባንድ : ጊዜ : ያመስክሩ = ያፈርሙበትም =

፩ሺ፪፻፷፪ እዛኻር : ለሎቲን : ሰዎች : ሊጠቅስ : የሚ ወድ : እንደሆነ : በታወቅ : ቃሉንም : ባይፈ ጽም : እይውረሰ = እራሱ : ያስታወሳቸውም : ሰዎች : በወንድሞቻም : የተጨመረ : ገንዘብ : በኖራቸው : ከእነርሱ : እንዱ : በድርሻው : እንዳያዝ : እያክልክሉት =

፩ሺ፪፻፷፫ ትሑ : ፲፪ = ለእንድ : ሰው : ሁለት : ሚስ ቶች : በኖሩት : ከእነርሱ : እንዳቲን : በወድ : ሌላይቲንም : በጠላ : ከእነርሱም : ልጆችን : በወልድ : በሚሞትበትም : ጊዜ : ገንዘቡን : ለልጆቹ : ሊያወርሳቸው : በወድ : ከሚወዳት : ሚሰቲ : የወለደውን : ልጅ : ከሚጠላት : ሚሰ ቲ : ከወለደው : ልጅ : ሊያበልጥ : እያገባውም (ዘዳ : ፳፩ : ፲፭ - ፲፰) =

፩ሺ፪፻፷፬ ምስተኛው : ስለሚያዘለት : ሰው : ይናገራል = መክ : ፳ = ክእምላክ : ትእዛዛትና : ከሃይማ ኖት : በመውጣት : ከታወቁት : ወገን : ሊሆን : እያገባም = ከእምላክ : በቀር : ሌላ : ጣዖት : የሚያመልክ : ወይም : ምግባሩ : ከኃጥእን : ጋራ : እንድ : ይሆን : ዘንድ : ከምእመናን : ጎዳና : የተለየ : ሊሆን : እያገባም = ሐዋርያ : ለምእመናን : ካላመኑ : ሰዎች : ጋራ : ምን : እንድንት : እላቸው : ብሏልና = ከሃይማኖት : ወደ : ከሀይት : ወደሌሎቹም : ክፋቶች : ስለ ሃዱ : እኔኸውም : ዝሙትና : እኒህንም : የሚ መስጧቸው : ናቸው = (፪ : ቆሮ : ፮ : ፲፪ - ፲፮) = ተለደተው : ካልተወ : ወደሃይማኖትም : ካል ተመለሱ : የውርሱን : ገንዘብ : ሊካፈሉ : እያ ገባቸውም = ከእርሷ : ከተለዩ : በኋላ : ግን : በእንቀጽ : ርስት : እንደተነገረው : እያደለም = ለወራሾቹ : ሁሉ : ወይም : ለእኩሉቶቹ : ወይም ውርሰ : ከሚገባቸው : በውጭ : በሆነው : ከእ ነርሱ : ሌሎችም : በሆን : ትእዛዝ : ይጸናል =

፩ሺ፪፻፳፩ መካ ፡ ፯ቱ ፡ ወዘሂ ፡ ተጽሕፈ ፡ ሎቱ ፡ በውስተ ፡ ትእዛዝ ፡ በንዋዩ ፡ ተዋርሶ ፡ ለእመ ፡ ተዳደቃ ፡ ለእንተ ፡ ተጽሕፈት ፡ ወተነሥአት ፡ ግብተ ፡ አኮ ፡ ዘይደሉ ፡ ከመ ፡ ይትከለእ ፡ እምኔሃ ። ወለእመ ፡ ኢተዳደቃ ፡ ወኢመጽአ ፡ ላዕሌሃ ፡ መጽኢ ፡ ወእምዝ ፡ ፈቀደ ፡ ከመ ፡ የሀብ ፡ ክፍለ ፡ ዚአሁ ፡ ሰካልኡ ፡ ወከመ ፡ ኢይንሣእ ፡ ምንተኒ ፡ እምርሱቱ ፡ ወዝኒ ፡ ብዉሕ ፡ ሎቱ ።

፩ሺ፪፻፳፪ ጠሰ ፡ ህ። ወይደሉ ፡ ከመ ፡ ይጽሑፍ ፡ ሙቁሕ ፡ ዘሂ ፡ ተሰዶ ፡ ለወራሲ ፡ እንዘ ፡ ይሴፎ ፡ ግብአተ ፡ ዚአሁ ፡ ወለእመ ፡ ተዳደቆ ፡ ለወራሲ ፡ ተሞቅሐ ፡ አው ፡ ስደት ፡ እምድጎረ ፡ አዘዘ ፡ ጽሑፎ ፡ ይደልዎ ፡ ሎቱ ፡ ነሢእ ፡ ዘአዘዘ ፡ ሎቱ ፡ እምድጎረ ፡ ድጎነቱ ፡ ወአመኒ ፡ በግብአቱ ።

፩ሺ፪፻፳፫ ጠሰ ፡ ወለእመ ፡ ቦ ፡ ለአሐዱ ፡ ወልድ ፡ ዘነገዶ ፡ ወበጽሐ ፡ ነቢሁ ፡ ዜና ፡ ሞቱ ። ወአዘዘ ፡ ከመ ፡ ይኩን ፡ ንዋዩ ፡ ሰካልኡ ፡ ዘምክን ያተ ፡ ንግዶተ ፡ ወልዱ ፡ እንዘ ፡ ሕያው ፡ ወአቱ ይኩን ፡ ርሱቱ ፡ ለወልዱ ፡ ሀዩንተ ፡ ውሉቱ ፡ ዘተአዘዘ ፡ ሎቱ ።

፩ሺ፪፻፳፬ ክፍል ፡ ወይደሉ ፡ ከመ ፡ የአዝዙ ፡ ለፅንሰት ፡ ለባሕቲታ ፡ አንበላ ፡ ዘትፀውሮ ፡ በከርሣ ፡ ወለዘፀንሰቶሂ ፡ በባሕቲቱ ፡ እንበሌሃ ፡ ወባሕቲ ፡ ኢይጸንሶ ፡ ሎቱ ፡ ምንትኒ ፡ ለእመ ፡ ኢወፅአ ፡ ሕያው ፡ አው ፡ ለእመ ፡ ኢተወልደ ፡ በዕድሜ ፡ ፅንሰ ፡ እምጊዜ ፡ ተጽሕፈ ፡ ወተአዘዘ ፡ ሎቱ ። ወለእመ ፡ ተአዘዘ ፡ ለፅንሰት ፡ ወለዘተፀንሰ ፡ በከርሣ ፡ በምንትኒ ፡ ወወለደት ፡ መንታ ፡ ያክፍሉ ፡ ማአከለ ፡ ጀሆሙ ፡ ዕሩዩ ፡ ወለእመ ፡ ተወልደ ፡ ፩ዱ ፡ እምኒሆሙ ፡ ሕያው ፡ ወካልኡኒ ምውተ ፡ ይኩን ፡ ኩሉንታሁ ፡ ለሕያው ። ወለእመ ፡ አርአዩ ፡ ዝከረ ፡ ወፈሰጠ ፡ ፩ደ ፡ ተባሶተ ፡ አልቦ ፡ ዘይወርስ ፡ ዘእንበሌሁ ፡ ወይከውን ፡ አማነ ፡ ጽሑፊ ፡ ትእዛዝ ፡ ለገብር ። ወለእመ ፡ ኮነ ፡ ግዑዘ ፡ በጊዜ ፡ ዘይደልዎ ፡ ይኩን ፡ ንዋዩ ፡ ሎቱ ፡ ወእመ ፡ አኮሰ ፡ ዘአግዚኡ ፡ ውሉቱ ።

፩ሺ፪፻፳፭ ራብሶ ፡ በእንተ ፡ ዘይኤዝዙ ፡ ኪያሁ ፡ ኢይጸንሶ ፡ ቃሉ ፡ ለእመ ፡ ኢኮነ ፡ ምልክናሁ ፡ ለዘይኤዝዝ ፡ ወምጣኔሁሰ ፡ ኅበ ፡ ጀቱ ፡ ፍናዋት ፡ ፩ዱ ፡ እምኒሆሙ ፡ ራብሶተ ፡ እደሃ ፡ ለዘይወርሰዋ ፡ ወካልእ ፡ ሣልሰተ ፡ ራብሶተ ፡ እደሃ ፡ ለኅ

፩ሺ፪፻፳፩ መካ ፡ ፮ ። በውርሱ ፡ ገንዘብ ፡ በትእዛዝ ፡ የተጻፈለት ፡ ሰው ፡ የተጻፈችውን ፡ ድንገት ፡ ጥፋት ፡ ቢያገኛት ፡ በድንገትም ፡ ብትወሰድ ፡ ከአርሷ ፡ ለክለከል ፡ የሚገባ ፡ አይደለም ። ድንገት ፡ ጥፋት ፡ ባያገጥማት ፡ ክፉ ፡ አድራጊ ፡ ባይመጣባት ፡ ከዚህ ፡ በኋላ ፡ ድርሻውን ፡ ለሌላው ፡ ሊሰጥ ፡ ከርሱቱም ፡ ምንምን ፡ ላይወሰድ ፡ ቢወድ ፡ ይህም ፡ ለእርሱ ፡ ይገባዋል ።

፩ሺ፪፻፳፪ ጠሰ ፡ ህ። የታሠረ ፡ የተሰደደም ፡ መመለሱን ፡ ተሰፋ ፡ እያደረገ ፡ ለወራሹ ፡ ሊጽፍ ፡ ይገባል ። ወራሹን ፡ ጽፎ ፡ ካዘዘለት ፡ በኋላ ፡ እሥራት ፡ ወይም ፡ ሰደት ፡ ድንገት ፡ ቢያገኘው ፡ ከዳነ ፡ በኋላ ፡ የሚመለስም ፡ ቢሆን ፡ ያዘዙለትን ፡ መውሰድ ፡ ይገባዋል ።

፩ሺ፪፻፳፫ ጠሰ ፡ ለአንድ ፡ ሰው ፡ ወደሩቅ ፡ አገር ፡ የሄደ ፡ ልጅ ፡ ቢኖረው ፡ የሞቱም ፡ ወራ ፡ ቢደርሰው ፡ በሕይወት ፡ ሳለ ፡ ልጁ ፡ ሩቅ ፡ አገር ፡ በመሄዱ ፡ ምክንያት ፡ ገንዘቡ ፡ ለሌላ ፡ እንዲሆን ፡ ቢያዝዝ ፡ ስለታዘዘለት ፡ ሰው ፡ ፈንታ ፡ ርሱቱ ፡ ለልጁ ፡ ይሁን ።

፩ሺ፪፻፳፬ ክፍል ፡ ለጸነሰች ፡ ሴት ፡ በሆዷ ፡ የተሸከመችውን ፡ ፅንሰ ፡ ለይቶ ፡ ለብቻዋ ፡ ከአርሷም ፡ ለይቶ ፡ ለፀነሰችው ፡ ብቻ ፡ ሊያዝዝ ፡ ይገባል ። ነገር ፡ ግን ፡ ሕያው ፡ ሆኖ ፡ ካልተወለደ ፡ ወይም ፡ ከተጻፈለትና ፡ ከታዘዘለት ፡ ጊዜ ፡ ጀምሮ ፡ በጽንሱ ፡ ጊዜ ፡ ልክ ፡ ካልተወለደ ፡ ምንም ፡ አይጸናለትም ። ለፀነሰች ፡ ሴት ፡ ወይም ፡ በሆዷ ፡ ለተፀነሰው ፡ በማናቸውም ፡ ቢታዘዝ ፡ መንታ ፡ ብትወልድ ፡ በሁሉቱ ፡ መካከል ፡ በትከከል ፡ ይክፈሉ ። ከእነርሱ ፡ አንዱ ፡ ሕያው ፡ አንዱ ፡ ምዉት ፡ ሁኖ ፡ ቢወሰድ ፡ ሁሉም ፡ ለሕያው ፡ ይሁን ። ለይቶ ፡ አንዱን ፡ ወንድ ፡ ልጅ ፡ በማስታወስ ፡ ቢገልጽ ፡ ከርሱ ፡ በቀር ፡ የሚወርስ ፡ የለም ። ለባሪያ ፡ ትእዛዝ ፡ መጻፍ ፡ የታመነ ፡ ይሆናል ። በሚገባው ፡ ጊዜም ፡ ነፃ ፡ የወጣ ፡ ቢሆን ፡ ገንዘቡ ፡ ለእርሱ ፡ ይሁን ። ያም ፡ ባይሆን ፡ ግን ፡ የኔታው ፡ ነው ።

፩ሺ፪፻፳፭ በራተኛው ፡ እርሱን ፡ ስለሚያዙት ፡ ይናገራል ፡ ለአዛዥ ፡ ገንዘቡ ፡ ካልሆነ ፡ ቃሉ ፡ አይጸናም ። አስተያየቱም ፡ ሁለት ፡ መንገድ ፡ አለው ። ከእነርሱ ፡ አንዱ ፡ ዐራተኛዋ ፡ አጅ ፡ ለሚወርሳት ፡ ነው ። ሁለተኛው ፡ ካራት ፡ አጅ ፡ ሢሰውን ፡

ዲግ፡ ወካልእኒ፡ ትሥልስት፡ ወራብዓይሰ፡ ወ-እቱ፡ ድልው፡ ወው-እቱ፡ ዘድልው፡ ተዳ ሚሰ፡ ፍና፡ እኒዚ፡ ቀኖና፡ ዘተነግረ፡ በእንተ እሁ።

፩ሺ፪፻፷፰ መክ፡ ፩ዱ፡ ወዘሂ፡ ጸሐፈ፡ ትእዛዘ፡ ለይረሰ፡ ውሉዱ፡ በከመ፡ ፈቀደ፡ ወየ ሀብ፡ ለእዋልዲሁ፡ ለለእሐቲ፡ መክፈልተ፡ ሕዜሆን፡ ወይክፍል፡ ንዋዮ፡ ኅበ፡ ፬ተ፡ ወለ እመ፡ ፈቀደ፡ ከመ፡ ይመጽውት፡ በምንትኒ፡ እምንዋዩ፡ ይመጽውት፡ ራብዕተ፡ እዴሃ፡ ወእ ምዝ፡ ያትም፡ ለእዋልዲሁ፡ ራብዕተ፡ እድ፡ ለሕዜሆን፡ ወይደልዎ፡ ከመ፡ ይግበር፡ በት ሥልስት፡ እም፡ ፬ተ፡ ዘፈቀደ፡ ወይረሰ፡ ወልዱ፡ በከመ፡ ፈቀደ፡ እስመ፡ ሕግነ፡ ትኤ ዝዝ፡ ሎቱ፡ ወከመ፡ ይኩኑ፡ ውሉዱ፡ ለብእሲ፡ ዘይወርሰ፡ ቪተ፡ እም፬ተ፡ ንዋዩ፡ ወለእመ፡ ፈቀደ፡ ከመ፡ ይወስከ፡ ለእዋልዲሁ፡ ምንተኒ፡ ንዋዩ፡ ዝንቱለ፡ ብዉሕ፡ ሎቱ፡ ወእመሰ፡ አል ቦቱ፡ ውሉድ፡ ያውርስ፡ ንዋዮ፡ ለዘፈቀደ።

፩ሺ፪፻፷፰ ወናሁ፡ ተነግሩ፡ በዝንቱ፡ ቀኖና፡ ፪ተ፡ ምክራት፡ ወብሂሎቱ፡ ዘውስቴቱ፡ ኢይኩን፡ ዘእንበለ፡ ይትከሠት፡ ወዝንቱ፡ ቀኖና፡ ኢኮነ፡ ድልው፡ ለ፩ዱ፡ ዘእንበለ፡ በምክረ፡ ፪ተ፡ ወፍ ካራሁሰ፡ ኢኮነ፡ ክሡተ፡ በዝንቱ፡ ኢይበዝጎ፡ ቀኖና፡ ፩ዱ፡ እምነ፡ ካልኡ፡ ወምክርሰ፡ ዳግ ማዊ፡ በእሕጽጽ፡ ቀኖናት፡ እለ፡ ነገሩ፡ በእን ቲእሁ።

፩ሺ፪፻፷፰ መክ፡ ፲ተ፡ ይደልዎ፡ ለብእሲ፡ ከመ፡ ይክ ፍል፡ ኅበ፡ ቪተ፡ ወራብዓይሰ፡ ንዋዮ፡ ይግ በር፡ ለዘእፍቀረ፡ ወያትርፍ፡ ፩ደ፡ ራብዓዩ፡ ለወራሲሁ፡ ዘእንበለ፡ ተወስኮ፡ ዘ፲ወፎቱ፡ ወው-እቱ፡ ሥሉጥ፡ ላዕለ፡ ቪተ፡ ወራብዓይሰ፡ ንዋዮ፡ የሀብ፡ ለዘፈቀደ፡ ወይክፍል፡ እምው ቱሂ፡ ለውሉዱ፡ ተእዛዝያን።

፩ሺ፪፻፷፰ ዘ፯ወፎቱ፡ ወለእመ፡ ጸሐፈ፡ ብእሲ፡ ትእ ዛዘ፡ ወሠርዐ፡ በንዋዩ፡ ምንተኒ፡ ኢተፈጸመ፡ ትርብዕት፡ ወሐጸ፡ መንፈቅ፡ ወትርብዕት፡ ዐቅሞት፡ ወፈጽሞት፡ ቦቱ፡ ርሰተ፡ ወው-እቱ፡ ትርብዕት፡ ለሰብእ፡ ነኪራን፡ ይርእዩ፡ በዝ ንቱ፡ ለእመ፡ ይከውን፡ ጋእዝ፡ ለወራላያኒሁ፡

ለመተው፡ ነው። ሁለተኛውም፡ ሲሰ፡ ነው። እራተኛው፡ ግን፡ የሚገባ፡ ነው። ይኸውም፡ የሚገባ፡ ነው። መጀመሪያው፡ መንገድ፡ ግን፡ ስለርሱ፡ የተነገረውን፡ ሥርዓት፡ መያዝ፡ ነው።

፩ሺ፪፻፷፰ መክ፡ ፩ = ትእዛዝ፡ ያጻፈ፡ ሰው፡ እንደ፡ ወደደ፡ ልጆቹ፡ ይውረሱ፡ ለሌቶች፡ ልጆቹ፡ ለእያንዳንዲቱ፡ የመታጫቸውን፡ ድርሻ፡ ይሰጥ፡ ገንዘቡንም፡ ካራት፡ ይክፈል፡ ከገን ዘቡ፡ በምንም፡ ሊመጸውት፡ ቢወድ፡ እራ ተኛውን፡ እጅ፡ ይመጽውት። ከዚህ፡ በኋላ፡ እራተኛዎን፡ እጅ፡ ለሌቶቹ፡ ልጆች፡ ለማ ጫቸው፡ ይወሰን። ካራቱ፡ በሲሰው፡ የወደ ደውን፡ ሊያደርግ፡ ይገባዋል። ወንድ፡ ልጁ፡ እንደ፡ ወደደ፡ ይውረስ። ሕጋችን፡ ታዛለችና፡ ልጆቹ፡ ከገንዘቡ፡ ካራቱ፡ እጅ፡ ሦስቱን፡ እጅ የሚወርሱ፡ ይሆኑ፡ ዘንድ፡ ለሌቶች፡ ልጆቹ፡ ምንም፡ ገንዘብ፡ ሊጫምር፡ ቢወድ፡ ይህ፡ ለእርሱ፡ ይገባዋል። ልጆች፡ ባይኖሩት፡ ግን፡ ገንዘቡን፡ ለወደደው፡ ያውርስ።

፩ሺ፪፻፷፰ እነሆ፡ በዚህ፡ አንቀጽ፡ ሁለት፡ እስተያየ ቶች፡ ተነግረዋል። በውስጡ፡ የተነገረው፡ ሳይገለጽ፡ እይሁን። ይህ፡ ሥርዓት፡ በሁለተ ኛው፡ እስተያየት፡ ካልሆነ፡ በቀር፡ ላንዱ፡ የተገባ፡ እይደለም። ትርጓሜውም፡ በዚህ፡ የተገለጸ፡ እይደለም። ያንዱ፡ ሥርዓት፡ ከሁ ለተኛው፡ እይበዛም። ሁለተኛው፡ እስተያየት፡ ግን፡ ስለእርሱ፡ የሚናገሩትን፡ ሥርዓቶች፡ በማላነስ፡ ነው።

፩ሺ፪፻፷፰ መክ፡ ፲ = ለሰው፡ ገንዘቡን፡ ከሦስት፡ ሊከፍል፡ ይገባዋል። ከገንዘቡ፡ እራተኛውን፡ ግን፡ ለወደደው፡ ያደርግ። እንዱን፡ እራተኛ ውንም፡ ያለ፡ ጭማሪ፡ ለወራሹ፡ ያስቀር። ፲፮፡ እርሱ፡ በቪተ፡ እጅ፡ ሥልጣን፡ እለው። ከገ ንዘቡ፡ እራተኛውን፡ ግን፡ ለወደደው፡ ይሰጥ። ከዚኸውም፡ ለሚታዘዙ፡ ልጆች፡ ይክ ፈል።

፩ሺ፪፻፷፰ ፲፭ = ሰው፡ ትእዛዝ፡ ቢጽፍ፡ በገንዘቡ፡ ምንምን፡ ቢወሰን፡ እርቦ፡ እልተፈጸመም። እኩሌታውም፡ ጉደለ። እርቦም፡ መወሰንና፡ መፈጸም፡ በርስቱ፡ አለበት። ይኸውም፡ እርቦ፡ ለሌሎቹ፡ ሰዎች፡ ነው። በዚህ፡ ይፍረዱ። ለወራሾቹ፡ ከገንዘቡ፡ እርቦ፡ የተነሣ፡ ከርከር፡

እንቀጽ፡፵፩።

በገንዘብ፡ ስለሚያገዝ።

እምትርብዕተ፡ ንዋዩ፡ ይኩን፡ ዘእቀመ። ወለ
እመሰ፡ እቆመ፡ ራብዕተ፡ እዴሃ፡ ይሁባር፡
መንፈቁ፡ ምስሰ፡ ራብዕተ፡ እድ፡ ዘቆመ፡ ወይ
ፈጽም፡ ቦቱ፡ ከዋኒ፡ ተዋርሶ፡ ዘውእቱ፡ ራብ
ዕተ፡ እድ።

ቢሆን፡ የወሰነው፡ ይሁን፡ እራተኛው፡ እጅ፡
ካልጸና፡ ከእራተኛው፡ እጅ፡ ጋር፡ የጸናው፡
እኩሌታው፡ ይሻራል። የእውራረስንም፡ ሁኔታ
በእርሱ፡ ይፈጽም። ይኸውም፡ እራት፡ እጅ፡
ነው።

፩ሺ፪፻፸፫ ሥርዋጽ፡ ሐተታ፡ ቦኑ፡ ይደልዎ፡ ለብእሲ፡
ከመ፡ ያውርሰ፡ ገሎ፡ ርስተ፡ ዜእሁ፡ ለብእ
ሲቱ፡ እንዘ፡ አልባ፡ እምኔሁ፡ ውሉድ፡ ወቦኑ፡
ለእመ፡ ቦቱ፡ ጅቱ፡ ውሉድ፡ ውኑሉቃን፡ በው
ስተ፡ መጽሐፈ፡ ትእዛዙ፡ ይጎደግኑ፡ ላቲ፡
ምንተኒ፡ እው፡ ያቅም፡ ላቲ፡ እምድጎረ፡ ወዘባ፡
ሕዓሃ፡ ይቤ፡ ይደልዎ፡ እንከ፡ ለብእሲ፡ ከመ፡
ይጽሐፍ፡ ትእዛዙ፡ ወይረሲ፡ በውስቱታ፡ ስመ፡
ወራሰያን፡ ዘፈቀደ፡ ወባሕቱ፡ ዘንቤሰ፡ ከመ፡
ዳግማዊ፡ ድልው፡ በበይነ፡ ገጸት፡ ጅቱ።

፩ሺ፪፻፸፫ ሥርዋጽ፡ ሐተታ፡ ለሰው፡ ከእርሱ፡ ልጆች፡
ሳይኖሯት፡ ርስቱን፡ ሁሉ፡ ለሚሰቱ፡ ሊያወር
ሳት፡ በእውኑ፡ ይገባዋልን። በትእዛዙ፡ ደብ
ዳቤ፡ ውስጥ፡ የተቋጠሩ፡ ሁለት፡ ልጆች፡ ቢኖ
ሯት፡ ምንም፡ ምን፡ ሊተውላት፡ ወይም፡ ማጫ
ዋን፡ ከሰጣት፡ በኋላ፡ ሊወሰንባት፡ ይገባልን?
እንግዲህ፡ ለሰው፡ ትእዛዙን፡ ይጽፍ፡ ዘንድ፡
በውስጥም፡ የወደዳቸውን፡ የወራሾቹን፡
ስም፡ ሊያደርግ፡ ይገባዋል፡ እለ። ነገር፡ ግን፡
እንደ፡ ሁለተኛው፡ የተገባ፡ ነው፡ ያልነው፡
ስለ፡ ጅ፡ ነገሮች፡ ነው።

፩ሺ፪፻፸፩ ቀዳማዊ፡ እስመ፡ ከልኢዎሙ፡ ቃላት፡ ተነ
ግሩ፡ በውስተ፡ ፩ዱ፡ መጽሐፍ፡ እም፩ዱ፡
ምክር፡ ወተጠንቀቀ፡ ዳግማዊ፡ በብዙን፡ ተኖ
ናት፡ በጥንተ፡ መጽሐፉ፡ ወውስተ፡ ማእከሉ፡
ወበተፍጻሚቱ፡ ቀዳማዊ፡ ተነግረ፡ በውስተ፡
ቀኛኛ፡ ወበምክር፡ በዓሰ፡ መጽሐፍ፡ ወይትባ
ወቅ፡ እምተሰናሰዎተ፡ ቃላቱሁ፡ እለ፡ ይጠ
ነቀቁ፡ በውስተ፡ መካናት፡ ፍሉጣት።

፩ሺ፪፻፸፩ እንደኛ፡ ሁለተም፡ ቃላት፡ ካንድ፡ እስተ
ያየት፡ በእንድ፡ መጽሐፍ፡ ተነግረዋልና።
ሁለተኛውም፡ በብዙ፡ መጽሐፍት፡ በመጽሐፉ
መጀመሪያ፡ በመካከለም፡ በመጨረሻውም፡
ተጽፏል። መጀመሪያው፡ በእንደኛው፡ መጽ
ሐፍና፡ በባለ፡ መጽሐፉ፡ እስተያየት፡ ተነ
ገረ። በተለይ፡ በታዎች፡ ከተጻፉ፡ ከቃላቱ፡
መስማማት፡ የተነሳ፡ ይታወቃል።

፩ሺ፪፻፸፪ ወገጽ፡ ዳግማዊ፡ ነገር፡ ዘተነግረ፡ በውስተ፡
ምክር፡ ቀዳማዊ፡ እኮነ፡ ክሙተ፡ ፍኅሪው፡
እስመ፡ እምኔሁ፡ ይትከሙቱ፡ ጅቱ፡ ምክራት፡
ወታልሰ፡ ዘተነግረ፡ በውስተ፡ ዳግማዊ፡ እታ
ከሥተ፡ እምኔሁ፡ ዘእንበለ፡ ዳእሙ፡ ምክር፡
ዳግማዊ፡ ወእኅዞቱ፡ ሰዘይትሌቦ፡ ይደሱ።

፩ሺ፪፻፸፪ ሁለተኛው፡ እስተያየት፡ በመጀመሪያው፡
እስተያየት፡ የተነገረው፡ ነገር፡ ትርጓሜው፡
የተገለጸ፡ አልባንም። ከእርሱ፡ ሁለት፡ እስተ
ያየቶች፡ ይገለጻሉና። በሁለተኛው፡ የተነገ
ረው፡ ቃል፡ ከእርሱ፡ አልተገለጸም። በሁ
ለተኛው፡ እስተያየት፡ ነው፡ እንጂ። የሚረዳ
ውን፡ መያዝ፡ ይገባል።

፩ሺ፪፻፸፫ ወገጽ፡ ግልሰ፡ ምክርሰ፡ ቀዳማዊ፡ ይትነ
ገር፡ በውስተ፡ ጥንተ፡ መጽሐፍ፡ ወምክርኒ፡
ዳግማዊ፡ ተነግረ፡ እምድጎሪው፡ በጥንተ፡
መጽሐፍ፡ ወበማእከሉ፡ ወበፍጻሚው፡ ወደ
ኃራዊ፡ ይነሥቶ፡ ለቀዳማዊ።

፩ሺ፪፻፸፫ ፫ተኛው፡ እስተያየት፡ በመጀመሪያው፡
በመጽሐፉ፡ መጀመሪያ፡ ይነገራል። ሁለተ
ኛውም፡ እስተያየት፡ ከእርሱ፡ ቀጥሎ፡ በመ
ጽሐፉ፡ መጀመሪያ፡ በመካከለም፡ በመጨ
ረሻውም፡ ተነገረ። የኋለኛውም፡ የራተኛውን፡
ይሸረዋል።

፩ሺ፪፻፸፱ ራብሰ፡ ናው፡ ተነግረ፡ በዝንቱ፡ መጽሐፍ፡
ከመ፡ ብጢሕ፡ ለብእሲ፡ ይግባር፡ በንዋዩ፡
ዘፈቀደ፡ ወብጢሕ፡ ሎቱ፡ ከመ፡ ይግባር፡
እመኒ፡ በመንፈቁ፡ ወእመኒ፡ በራብዕተ፡
እዴሁ፡ ወይረሲ፡ በዘፈቀደ፡ ዘእንበለ፡ ተከ
ልለ።

፩ሺ፪፻፸፱ በራተኛው፡ ሰው፡ በገንዘብ፡ የወደደውን፡
ያደርግ፡ ዘንድ፡ እንዲገባው፡ በዚህ፡ መጽሐፍ፡
ተነገረ። ያደርግም፡ ዘንድ፡ ሥልጣን፡ አለው።
በእኩሌታውም፡ ቢሆን፡ በእራተኛውም፡
እጅ፡ ቢሆን፡ ያለመከልከል፡ በወደደው፡
ያደርግ።

፩ሺ፪፻፸፭ ስምስ ፡ ናሁ ፡ አቅደምን ፡ ነገረ ፡ ከመ ፡ ለት
 አዛዝ ፡ አንተ ፡ ተጽሕፈት ፡ ይደሉ ፡ ከመ ፡ ይግ
 በርዋ ፡ በአንተ ፡ ዘይቤ ፡ እግዚአብሔር ፡ ወበ
 አንተ ፡ ግብርመ ፡ ለለባውያን ፡ እስመ ፡ ያቤ ፡
 እግዚአብሔር ፡ አዝዞመ ፡ ለደቀቅክ ፡ ፈጸመ ፡
 ብሃለ ፡ ወኢሞቅሐ ፡ ቃሎ ፡ ኢ ፡ በንስተት ፡
 ወኢ ፡ በብዙኅ ፡ ወለባውያንሂ ፡ ሰበ ፡ አዘዙ ፡
 አስተባውሐ ፡ ቃል ፡ ኢሞቅሐ ፡ ዘእንበለ ፡ በዘ
 ያሜኒ ፡ በጊዜ ፡ ጽሑፈ ፡ ትእዛዝ ፡ ወበቀሌ
 ትሰ ፡ አንተ ፡ ህለወት ፡ ውስተ ፡ ዳግማዊ ፡ ይፈ
 ይፍድ ፡ በከመ ፡ ተጠየቀ ።

፩ሺ፪፻፸፮ ሳድስ ፡ ልቡና ፡ ይፈትሕ ፡ ከመ ፡ ብዉሕ ፡
 ለለባዊ ፡ ያግበር ፡ በንዋዩ ፡ በከመ ፡ ይፈቅድ ፡
 እስመ ፡ ውሉቱ ፡ ሥሉጥ ፡ ላሶሌሁ ፡ ወአለቦ ፡
 ዘይከልእ ፡ እምነ ፡ ሠደጡቱ ፡ ወኢ ፡ እምአቅ
 ሞቱ ፡ አው ፡ ከመ ፡ ይመጽውት ፡ አው ፡ የሀብ ፡
 ለዘፈቀደ ፡ ወዝንቱ ፡ ብውሕ ፡ ሱቱ ፡ መንፈቱ ፡
 ወትርብሶተ ፡ አደሁ ።

፩ሺ፪፻፸፯ ሳብዕ ፡ በቀሌትሰ ፡ ትትፈጸም ፡ በምክር ፡
 ዳግማዊ ፡ ፈደፋይ ፡ እምቀዳማዊ ፡ እስመ ፡ ዘይ
 አንዞ ፡ ለምክር ፡ ዳግማዊ ፡ ይትከህሎ ፡ ለእመ ፡
 ርእየ ፡ በቀሌት ፡ ውስተ ፡ ምክር ፡ ቀዳማዊ ፡
 ከመ ፡ ያግበር ፡ ኪያሁ ፡ በፍትሐ ፡ ዘአሁ ፡
 ወከመ ፡ የአንዞ ፡ ለምክር ፡ ቀዳማዊ ፡ ወሰበ ፡
 ርእየ ፡ ከመ ፡ ህለወ ፡ በቀሌት ፡ ውስተ ፡
 ምክር ፡ ዳግማዊ ፡ እያደልዎ ፡ ከመ ፡ ያግበር ፡
 ከግዑ ፡ ለቀዳማዊ ።

፩ሺ፪፻፸፰ ሳምን ፡ አሕሰሞስ ፡ ይመጽእ ፡ ፈደፋይ ፡
 በምክር ፡ ቀዳማዊ ፡ ማምክርስ ፡ ዳግማዊ ፡ ካልእ
 አሰመ ፡ ውሉቱ ፡ ይደሉ ፡ ከመ ፡ ይኮኑ ፡ መን
 ፈቀ ፡ ደቀቱ ፡ ለዘይኤዝዝ ፡ ጽሑፎ ፡ ብውላን ፡
 ወመንፈቅሙ ፡ ነዳያን ፡ ወያደሉ ፡ ሎሙ ፡
 ከመ ፡ የአዝዝ ፡ ዘይፈደፍድ ፡ ለነዳያን ፡ ወዓዲ ፡
 ይደሉ ፡ ይኮኑ ፡ ወራሰያኒው ፡ እብሐልተ ፡ ወይ
 ትከህሎ ፡ ከመ ፡ ያቅም ፡ ወይመጽውት ፡ ወያ
 ግሶሞ ፡ ለብዙኅን ።

፩ሺ፪፻፸፱ ማምክር ፡ ለዙተብህለ ፡ ውስተ ፡ ጽናኔ ፡
 ይሉዎቱ ፡ ለቀዳማዊ ፡ እስመ ፡ ዘያወርስ ፡ ናዙ ፡
 ይጸላእ ፡ ዙንበ ፡ ወራሰያኒው ፡ በግፍዕ ፡ እው ፡
 በቅንእት ፡ እው ፡ ከመ ፡ ዘያፈቅር ፡ ካልእኒ
 ሆሙ ። ወያደሉ ፡ በምክር ፡ ዳግማዊ ፡ ከመ ፡
 ይትከላእ ፡ እምዝንቱ ፡ ሆሉ ፡ ፈደፋይ ፡ እስመ ፡

፩ሺ፪፻፸፭ አምስተኛ ፡ አነሆ ፡ የተጻፈችውን ፡ ትእዛዝ ፡
 ሊያደርግት ፡ እንደሚገባ ፡ አስቀድመን ፡ ተና
 ዝርን ። እግዚአብሔር ፡ ሰላህዘ ፡ ስለአስተዋዮ
 ችም ፡ ሥራ ፡ እግዚአብሔር ፡ ልጆችህን ፡ እዘዛ
 ችው ፡ በማለት ፡ ፈጽሟልና ። (፪ ፡ ነገ ፡ ጸ ፡ ፩) ።
 በጥቂትም ፡ ቢሆን ፡ በብዙም ፡ ቢሆን ፡ ቃሉን ፡
 አልወሰነም ፡ አስተዋዮችም ፡ በቃል ፡ ማሰና
 በትን ፡ ባዘዙ ፡ ጊዜ ፡ ትእዛዝን ፡ በመጽሐፍ ፡
 በሚገባ ፡ ካልሆነ ፡ በቀር ፡ አልወሰነም ። በሁ
 ለተኛው ፡ ያላቸው ፡ ጥቅስም ፡ እንደተነገረው ፡
 ይበዛል ።

፩ሺ፪፻፸፮ ስድስተኛ ፡ ሳስተዋይ ፡ ሰው ፡ በገንዘብ ፡
 አንደ ፡ ወደደ ፡ ሊያደርግ ፡ እንደሚገባው ፡
 ልቡና ፡ ይፈርዳል ። በአርሱ ፡ ላይ ፡ ሥልጣን ፡
 አለውና ። ከመሸጡ ፡ ወይም ፡ ከመጎለቱ ፡
 ወይም ፡ ይመጽውት ፡ ዘንድ ፡ ወይም ፡ ለወደ
 ደው ፡ ይሰጥ ፡ ዘንድ ፡ የሚከለክለው ፡ የለም ።
 ይህ ፡ እኩሌታው ፡ አራተኛውም ፡ አጅ ፡ ለአርሱ
 ይገባዋል ።

፩ሺ፪፻፸፯ ሰባተኛ ፡ ጥቅስ ፡ ከፊተኛው ፡ ይልቅ ፡ በሁ
 ለተኛው ፡ አስተያየት ፡ ትፈጽማለች ። ሁለተኛ
 ውን ፡ አስተያየት ፡ የያዘ ፡ ሰው ፡ በፊተኛው ፡
 አስተያየት ፡ ጥቅም ፡ ካየ ፡ በአርሱ ፡ ፍርድ ፡
 እርሱን ፡ ያደርግ ፡ ዘንድ ፡ የቀደመውንም ፡ አስ
 ተያየት ፡ ሊይዝ ፡ ይቻለዋልና ። በሁለተኛው ፡
 እሳተያየት ፡ ጥቅም ፡ እንዳለ ፡ ባየ ፡ ጊዜ ፡ እንደ
 ፈተኛው ፡ እንዲሁ ፡ ያደርግ ፡ ዘንድ ፡ እይገባ
 ውም ።

፩ሺ፪፻፸፰ ስምተኛ ፡ ማሳዘንስ ፡ በፊተኛው ፡ አስተያ
 የት ፡ ፈጽሞ ፡ ይመጣል ። ሁለተኛው ፡ አስተያ
 የትስ ፡ ሌላ ፡ ነው ። ይህ ፡ ጽፎ ፡ ለሚያዝዝ ፡
 ሰው ፡ ከልጆቹ ፡ እኩሌቶቹ ፡ ባለጸጎች ፡ እኩሌ
 ቶችም ፡ ድሆች ፡ ሊሆኑ ፡ ይገባልና ። የሚበልጠ
 ውን ፡ ለነዳያን ፡ ያዝዝላቸው ፡ ዘንድ ፡ ይገባል ።
 ዳግመኛም ፡ ወራሾቹ ፡ ባለጸጎች ፡ ይሆኑ ፡ ዘንድ
 ይገባል ። ሊጎልቱና ፡ ምጽዋት ፡ ሊመጽውት ፡
 ብዙዎችንም ፡ ነፃ ፡ ሊያወጣቸው ፡ ይቻለዋል ።

፩ሺ፪፻፸፱ ወደ ፡ ማዘንበል ፡ የተባለውን ፡ መፈጸምስ ፡
 ለፊተኛው ፡ አግባቡ ፡ ነው ። አነሆ ፡ አውራሽ ፡
 በወራሾቹ ፡ ዘንድ ፡ በግፍ ፡ ወይም ፡ በቅንነት ፡
 ወይም ፡ ሌሎቻቸውን ፡ እንደሚወድ ፡ ይጠላ
 ልና ። በሁለተኛው ፡ አስተያየት ፡ ከዚህ ፡ ሁሉ ፡
 ፈጽሞ ፡ ሊርቅ ፡ ይገባል ። ላውራሽ ፡ በሚገባ ፡

አንቀጽ : ፵፩ ።

በገንዘብ : ሰላሚያዝ ።

ለአውራሲ : ይደልዎ : ከመ : ይግበር : በዘይ
ደሉ : እመኒ : ከመ : የሀቦሙ : በእዴሁ : ዘፈ
ቀደ : እው : ከመ : ይሢጥ : ሎሙ : አው : ከመ
ይእመን : ከመ : በሙ : በላዕሌሁ : እምነ : ዕዳ :
ዘፈቀደ : እው : ከመ : ይሢጥ : ለካልእኒሁ :
አው : ይእመን : በዘይሁቦ : ሎሙ : ወእምከ
መሰ : ጸንዐ : በዝንተ : ሠናይ ። ወመንፈቆ :
ለራብዕ : ይደልዎ : ለዘያወርሰ : ከመ : ያውር
ሶሙ : ለፈራሀያነ : እግዚአብሔር : ወፈድፋ
ደሰ : ከመ : ይፍርዮ : ውእተ : ለእግዚአብሔር :
እስመ : ውእተ : ናሁ : ሀለወ : ይትናጸር :
ምሰለ : ሞት ።

፩ሺ፪፻፹ ወሊያሰተዋዕለ : መንፈቀ : ንዋዩ : ወራብ
ዕተ : እዴሁ : ዘእንበለ : ለዘይደልዎሙ :
እመኒ : ለደቂቁ : አው : ለውሉደ : ውሉዱ :
ወእመኒ : ለእዝማዲሁ : እው : ለእናግድ :
አው : ለጽኑስ : እምነ : ጽኑስ : ወለዘይደልዎ :
እምነ : ዘእይደልዎ ። ወይኩን : መጋቤ : ምእ
መነ : ወጠቢብ : ከመ : ይኩን : ድልወ : ለው
ዳሴ : ወለነሢአ : ዕሔት : እምነበ : መኩንን :
ሰማያዊ : ሎተ : ሰብሐት ።

፩ሺ፪፻፹፩ በደሰ : መፍትሔ : ለከርሰተያያዊ : ከመ :
ኢይዝሩ : ንዋዩ : ኅበ : እልቦተ : ድኅን : ወለ
ዘሂ : እዘዘ : ቦተ : ዘይፈደፍድ : እምነ : መን
ፈቅ : ወራብዕተ : እድ : ይፀራዕ : ዘእንበለ :
ዘይደልዎሙ : ለወራሲያን : እምድኅረ : ዕረ
ፍቱ : ወዘሂ : ወሀበ : ኪያሁ : በሕይወቱ :
እምነ : ግዕዛን : ወእቅሞት : ወምጽዋት : ወው
ሂብ : እመኒ : ኮነ : በጥፃኖሁ : እው : በደዌሁ :
እንበለ : ይኩን : እንቡዘ : ልብ : ኢይጥሉልቀዎ
ምሰለ : መንፈቅ : ወራብዕተ : እድ ።

፩ሺ፪፻፹፪ ጠስ : ጽወጅቱ : ወለእመ : ቦ : ዘኮነ : ሎተ :
እምድኅረ : ጸሐፊ : መጽሐፊ : ትእዛዝ : ደደ
ልዎ : ርስት : ለዘይደልዎ : እመኒ : ኮነ :
ውሉድ : ተባዕተ : አው : እንስተ : ወለእመ :
ኮነ : እንበለ : ውሉድ : በጠለ : በአፍልሶ : ትእ
ዛዝ : እምውሉድ ። ወእመሰ : ኮነ : እለ : ደደ
ልዎሙ : ይረሱ : እምእለ : ተረከቡ : ውሉድ :
ተባዕት : ወእንስተ ። ወለእመ : ኮነት : መጽ
ሐፊ : ትእዛዝ : ለዘእኮነ : ወልደ : በጠለ :
እንከ : እምድኅረ : ሞተ : ለእዛቢሁ : እምነ :
ዘእዘዙ : ሎተ : ወይደሉ : ለውሉደ : ውሉድ :
ወረሶቶሙ ።

ያደርግ : ዘንድ : ይገባዋልና ። የወደደውን :
በእጁ : ሊሰጣቸውም : ቢሆን : ወይም : ሊሸጥ
ላቸው : ወይም : ከዕዳ : ወገን : በእርሱ : ላይ :
እንዳላቸው : የወደደውን : ሊያምን : ወይም :
ለሌሎቹ : ሊሸጥ : ወይም : ለእነርሱ : በሚሰ
ጠው : ሊያምን : ይገባዋልና ። በዚህ : በእናሰ :
መልካም : ነው ። የሩቡን : እኩሌታ : እግዚአብ
ሔርን : ለሚፈሩ : ሰዎች : ያወርሳቸው : ዘንድ :
ላውራሽ : ይገባዋል ። ይልቁንም : እርሱ : እግዚ
አብሔርን : ይፈራው : ዘንድ ። እነሆ : እርሱ :
ከሞት : ጋራ : ይተያያልና ።

፩ሺ፪፻፹፫ የገንዘቡን : እኩሌታ : እራተኛውንም : እጅ :
ለሚገባቸው : ካልሆነ : በቀር : እያወጣጣ ።
ለልጆቹ : ወይም : ለልጅ : ልጆቹ : ቢሆን : ለዘ
መደቹም : ቢሆን : ወይም : ለእንግዶች : ወ
ይም : ከችጋረኛ : ይልቅ : ለችጋረኛ : ከማይገ
ባው : ለሚገባው : ምስጋና : ይግባውና : ከሰማ
ያዊ : ዳኛ : ዘንድ : ምስጋናና : ዋጋ : ለማግኘት
ዝግጁ : ይሆን : ዘንድ : የታመነና : ዐዋቂ :
መጋቢ : ይሁን ።

፩ሺ፪፻፹፬ በደሰ : ለከርሰተያያን : ሰው : ድኅነት : በሌለ
በት : በታ : ገንዘቡን : እንዳይበትን : ይገባ
ዋል ። ከሞተ : በኋላ : ለወራሾቹ : ከሚገባቸው :
በቀር : ከእኩሌታና : ከእራተኛ : እጅ : የሚበ
በልጥ : ላዘዘበት : ይቀራል ። በሕይወቱ : ከነፃ
ነት : ከጉልት : ከምጽዋት : ከሰጠታ : ወገን :
የሰጠውን : በጤናው : ወይም : ልቡን : ያጣ :
ሳይሆን : በበሽታው : ቢሆን : ከእኩሌታውና :
ከእራተኛው : እጅ : ጋራ : እይቁጠሩት ።

፩ሺ፪፻፹፭ ጠስ : ጽጅ ። የትእዛዝ : ደብዳቤ : ከጻፈ :
በኋላ : ልጅ : የሆነለት : ሰው : ቢኖር : ርስት :
ለሚገባው : ይገባዋል ። ልጆች : ወንዶች :
ወይም : ሴቶች : ቢሆኑ : ያለ : ልጅም : ቢሆን :
ከልጆች : ትእዛዝን : በማዛወር : ይቀራል ።
የሚገባቸውስ : ከሆኑ : ከተገኙት : ከወንዶችና :
ከሴቶች : ልጆች : ጋራ : ይውረሱ ። ትእዛዝ :
ላልወለደው : ልጅ : ብትሆን : ከእዛዥ : ሞት :
በኋላ : ካዘዙለት : ሰው : እንግዲህ : ቀረ ።
ለልጅ : ልጆች : መውረስ : ይገባቸዋል ።

አንቀጽ : ፵፩ ።

በገንዘብ ፡ ስለሚያዝዝ ።

፩ሺ፪፻፹፫ ወእመ ፡ ኮኑ ፡ እለ ፡ ድልዎን ፡ ሰርሰት ፡ ዙተ
ረክቡ ፡ እምእገማደ ፡ ዘእሁ ፡ ወኮነት ፡ ይእቲ ፡
ትእዛዝ ፡ ለነኪራን ፡ ይንሥኡ ፡ እገማደ ፡
ዘእሁ ፡ መንፈቆ ። ወለእመኒ ፡ ኮኑ ፡ እገማ
ዲሁ ፡ ይክፍሉ ፡ ማእከለ ፡ ዘእዘዙ ፡ ሎቲ ፡
እምን ፡ ሰብኡ ፡ ወማእከለ ፡ እለ ፡ ተሐደሱ ፡
እምኒሆሙ ፡ በዕሩይ ። ወዝንቲ ፡ ውእቲ ፡
ፍትሒ ፡ ሰዘተእዘዘ ፡ ሎተ ፡ ምስለ ፡ እለ ፡
ሎቲ ፡ ይትሒደሱ ፡ እምድኅረ ፡ መጽሐፈ ፡
ትእዛዝ ።

፩ሺ፪፻፹፬ ዘቋወኛቲ ፡ ወለእመ ፡ እዘዘ ፡ ስፊዱ ፡ መር
ዌተ ፡ እባግዕ ፡ ይኮኑ ፡ እለ ፡ ተወልዱ ፡ ወለ
እመ ፡ ሐዱ ፡ ወኮኑ ፡ እስከ ፡ ፩ዱ ፡ እው ፡ ተኃ
ጥእ ፡ ፍጹመ ፡ ላሰሌሁ ፡ ውእቲ ። ወለእመ ፡
እዘዘ ፡ ሰብእሲ ፡ ቤተ ፡ ወውሶየ ፡ በእሳት ፡ ትከ
ውን ፡ ሎቲ ፡ ምድሩ ።

፩ሺ፪፻፹፭ ወእመኒ ፡ እዘዘ ፡ ሰከ ፡ ፩ደ ፡ ገብረ ፡ ምስለ ፡
ረባኑ ፡ ወእምዝ ፡ እምድኅረ ፡ ትእዛዝ ፡ እግ
ዓዘ ፡ እው ፡ ወለጦ ፡ እው ፡ ፈንዎ ፡ በካልእ ፡
ፍፍ ፡ ገጽ ፡ እው ፡ ሞተ ፡ ይጻእ ፡ እምኅቤከ ፡
ውእቲ ፡ ገብር ፡ ምስለ ፡ ረባኑ ፡ እስመ ፡ ለእመ ፡
ኢሀለወ ፡ ሥርወ ፡ ኢይሄልወ ፡ እለ ፡ ተርፉ ፡
ተላውዎን ።

፩ሺ፪፻፹፮ ወእመኒ ፡ እዘዘ ፡ በክፍል ፡ እምንዋይ ፡ ምን
ተኒ ፡ ግልሰተ ፡ እድ ፡ እው ፡ ራብዕተ ፡ እድ ፡
ወእምዝ ፡ ተኅጥእ ፡ መንፈቁ ፡ ሰውእቲ ፡
ንዋይ ፡ ይኮን ፡ ሎቲ ፡ ንዋይ ፡ ግልሰተ ፡ እደሁ
ለዘተርፈ ፡ እው ፡ ራብዕቲ ።

፩ሺ፪፻፹፯ ወለእመ ፡ እዘዘ ፡ ለመኑሂ ፡ በ፩ዱ ፡ መከፈ
ልት ፡ እምን ፡ ጸጋሁ ፡ ወእዎቀ ፡ ከዋኔሁ ፡ ኢይ
ደልዎ ፡ ለወራሲ ፡ ከመ ፡ ይከልእ ፡ ዘፈለጠ ፡
ሎቲ ። ወእመስ ፡ ኢፈለጠ ፡ ሎቲ ፡ ወኮን ፡
እምን ፡ ብዙኃት ፡ ግብራት ፡ ይኅረይ ፡ ወራሲ ፡
እመቦ ፡ ይሁቦ ፡ መክፈልተ ፡ እምውእቲ ፡
ንዋይ ፡ እንዘ ፡ ኢዮኅረ ፡ እኮየ ፡ አላ ፡ ማእከላየ ፡
እው ፡ የሀቦ ፡ ሎቲ ፡ ሄጠ ፡ ዘእሁ ። ወእመ ፡
ኮን ፡ ዘኢይትከፈል ፡ የሀቦ ፡ ሎቲ ፡ ሄጠ ፡ እንዘ
ኢይትገእዙ ፡ በእንተ ፡ ሄጡ ።

፩ሺ፪፻፹፰ ከፍል ፡ ወትጸንዕ ፡ ትእዛዝ ፡ በእንተ ፡ ንዋይ
ለ፩ዱ ፡ ወበእንተ ፡ በቀዳት ፡ ዘገብረ ፡ በርእሱ ፡
እመሂ ፡ በፍራ ፡ እው ፡ በተዓስቦ ፡ እው ፡ በተል
እኮ ፡ ሰካልእ ፡ በዕድሜ ፡ ዘተሐገገ ፡ መጠን ፡
ዓመት ፡ እመኒ ፡ ጀቲ ፡ እው ፡ ፫ቲ ፡ በምጣኔ ፡

፩ሺ፪፻፹፫ ከዘመዶቹ ፡ ወገን ፡ የተገኙት ፡ ሰርሰት ፡ የተ
ዘጋጁ ፡ ቢሆኑ ፡ ይህችም ፡ ትእዛዝ ፡ ለሌሎች ፡
ብትሆን ፡ እኩሌታውን ፡ ዘመዶቹ ፡ ይውሰዱ ።
ዘመዶቹም ፡ ቢሆኑ ፡ ከሰዎቹ ፡ ወገን ፡ ባዘዙላት
ና ፡ ከእነርሱ ፡ ወገን ፡ አዲስ ፡ በሆኑት ፡ መካ
ከል ፡ በትከከል ፡ ይክፈሉ ። ከትእዛዝ ፡ ደብ
ዳቤ ፡ በኋላ ፡ አዲስ ፡ ከሆኑት ፡ (ከተገኙት) ፡
ሰዎች ፡ ጋራ ፡ የታዘዘላት ፡ ሰው ፡ ፍርድ ፡ ይህ ፡
ነው ።

፩ሺ፪፻፹፬ ሷ፩ ። ለአንድ ፡ ሰው ፡ የበግ ፡ መንጋ ፡ ቢያ
ዝዝ ፡ የተወለዱት ፡ ለእርሱ ፡ ይሁኑ ። አንድ ፡
እስኪሆኑ ፡ ድረስ ፡ ቢያንሱ ፡ ጨርሰውም ፡
ቢጠፉ ፡ በእርሱ ፡ ላይ ፡ ነው ። ለሰው ፡ ቤት ፡
ቢያዝዝላት ፡ በእሳትም ፡ ቢቃጠል ፡ ምድሩ ፡
ለእርሱ ፡ ትሆናላች ።

፩ሺ፪፻፹፭ አንድን ፡ ባሪያ ፡ ከልጆቹ ፡ ጋራ ፡ ቢያዝዝ
ልህ ፡ ከትእዛዝ ፡ በኋላም ፡ ነፃ ፡ ቢያወጣው ፡
ወይም ፡ ቢሰውጠው ፡ ወይም ፡ በሌላ ፡ ዓይነት ፡
መንገድ ፡ ቢልከው ፡ ወይም ፡ ቢሞት ፡ ይህ ፡
ባሪያ ፡ ከልጆቹ ፡ ጋራ ፡ ካንተ ፡ ዘንድ ፡ ይውጣ ።
ሥር ፡ ከሌለ ፡ የቀሩት ፡ ተከታዮች ፡ (ጫፎች) ፡
አይኖሩምና ።

፩ሺ፪፻፹፮ ከገንዘብ ፡ ማናቸውንም ፡ በከፊል ፡ ፫ኛውን ፡
እጅ ፡ ወይም ፡ ፱ኛውን ፡ እጅ ፡ ቢያዝዝ ፡ ከዚህ ፡
በኋላ ፡ የዚህ ፡ ገንዘብ ፡ እኩሌታው ፡ ቢጠፋ ፡
ከቀረው ፡ ገንዘብ ፡ ፫ኛው ፡ እጅ ፡ ወይም ፡ ዕር
ቦው ፡ ለእርሱ ፡ ይሁን ።

፩ሺ፪፻፹፯ ለማንም ፡ ከህብቲ ፡ በ፩ ፡ ድርሻ ፡ ሁኔታውን ፡
አስታውቆ ፡ ቢያዝዝ ፡ ወራሽ ፡ የለየላትን ፡ ሊከ
ሰከለው ፡ አይገባም ። ባይለይላት ፡ ግን ፡ ከብዙ ፡
ሥራዎች ፡ ወገን ፡ ቢሆንም ፡ መካከለኛውን ፡
እንጂ ፡ መጥፎውን ፡ ላይመርጥ ፡ ከዚህ ፡ ገን
ዘብ ፡ ድርሻውን ፡ ይሰጠው ፡ እንደሆነ ፡ ወይም ፡
ዋጋውን ፡ ይሰጠው ፡ ዘንድ ፡ ይምረጥ ። የማይ
ከፈል ፡ ቢሆን ፡ ስለዋጋው ፡ ሳይከራከሩ ፡ ዋጋ
ውን ፡ ይሰጠው ።

፩ሺ፪፻፹፰ ክፍል ። ለአንዱ ፡ ስለገንዘብ ፡ በዓይነቱም ፡
ስላደረገው ፡ ትርፍ ፡ በፍሬዉ ፡ ወይም ፡ በኪ
ራዩ ፡ ወይም ፡ ለሌላ ፡ በማገልገል ፡ አንድ ፡
ዓመት ፡ ያህል ፡ ፪ም ፡ ወይም ፡ ፫ ፡ ቢሆን ፡
በተወሰነ ፡ ጊዜ ፡ ከኪራዩ ፡ በታወቀ ፡ ልክ ፡

እንቀጽ ፡ ፵፩ ።

በገንዘብ ፡ ስለሚያዝዝ ።

ዘተወውቀ ፡ እምነ ፡ ዓሰብ ፡ እመኔ ፡ በውሃዘ
ፍሬ ፡ ዘኢየዕዱ ፡ ኅበ ፡ ካልእ ፡ ፍሬ ፡ እው ፡
ውሃዘ ፡ ዓሰብ ፡ በዕድሜ ፡ ዘተወሰነ ፡ ወእምድ
ኅረ ፡ ዝነቱ ፡ ትግዛእ ፡ በቀዳሱ ፡ ንዋይ ፡ ለመ
ላኪሃ ፡ ዘእዘዘ ፡ ሎቱ ፡ ኪያው ። ወእመኔ ፡ ሞተ ፡
ዘእዘዘ ፡ ሎቱ ፡ በቀዳሱ ፡ ዘእሃ ፡ እይረስ ፡
ወራሲው ፡ ኪያሃ ። ወመላኪውኒ ፡ ዘኅንት ፡ ይም
ልክ ፡ አግእዞቶ ፡ ወሆይዞቶ ፡ ወመጽውቶ ፡
ቦቱ ፡ ወእዝዞ ፡ ኪያው ፡ ዘከመ ፡ ይፈቅድ ፡ እም
ድኅረ ፡ ተወሰነ ፡ ለከዋነ ፡ በቀዳሱ ፡ ለእግዚእ

ወደ ፡ ሁለተኛው ፡ በግድተላለፍ ፡ ፍሬም ፡ ቢሆን
ወይም ፡ በተወሰነ ፡ ቀን ፡ ዋጋ ፡ በመስጠትም ፡
ቢሆን ፡ ትእዛዝ ፡ ትጽናልች ። ከዚህም ፡ በኋላ ፡
የገንዘብ ፡ ጥቅም ፡ እርሱን ፡ ላዘዘለት ፡ ለባለቤ
ቷ ፡ ትመለስ ። ጥቅሟን ፡ ያዘዘለት ፡ ሰው ፡ ቢሞ
ትም ፡ ወራሹ ፡ እርሷን ፡ እይውረስ ። የጥንት ፡
ጌታውም ፡ ነፃ ፡ ግውጣቱን ፡ መሸጡን ፡ መመጽ
ውቱን ፡ ለጌታው ፡ ጥቅም ፡ ለመሆን ፡ ከተወሰነ
በኋላ ፡ እንደ ፡ ወደደ ፡ ሊያዝበት ፡ እጅ ፡ ያድ
ርግ ።

፩ሺ፻፹፱ ወዳዲ ፡ ያጸንዕ ፡ ጽሑፈ ፡ ትእዛዝ ፡ በእንተ ፡
እመት ፡ ዘእንበለ ፡ ዕንስ ፡ ዘውስተ ፡ ከርግ ፡
ወለዕንስኒ ፡ ባሕቲቱ ፡ ዘእንበለ ፡ እመት ። ወለ
እመ ፡ አዘዘ ፡ ሰዕንስት ፡ ባሕቲታ ፡ ወእዘከረ ፡
ዕንሳ ፡ ወእ ፡ እምቅድመ ፡ ትዕንስ ፡ ትከውን ፡
ይእቲ ፡ ምስለ ፡ ዕንሳ ፡ ለዘእዘዘ ፡ ሎቱ ፡ ኪያሃ ፡

፩ሺ፻፹፱ ዳግመኛም ፡ በሆዲ ፡ ያሰውን ፡ ዕንስ ፡
ለይቶ ፡ ስለ ፡ ባሪያይቱ ፡ ባሪያይቱንም ፡ ለይቶ ፡
ለዕንሱ ፡ ብቻ ፡ ትእዛዝ ፡ መጻፍ ፡ ይጻፍል ። ለፀ
ነሰችው ፡ ሴት ፡ ብቻ ፡ ቢያዝዝ ፡ የፀነሰችው
ንም ፡ ባያነፃ ፡ ከመፅነሷም ፡ እስቀድሞ ፡
ቢሆን ፡ እርሷ ፡ ከፀነሰችው ፡ ጋራ ፡ እርሷን ፡ ላዘ
ዘለት ፡ ሰው ፡ ትሆናልች ።

፩ሺ፻፹፺ ጎምስ ፡ በእንተ ፡ ተእዛዚ ፡ ሎቱ ፡ በጽሑፍ ፡
ወቦቱ ፡ ትእዛዛት ፡ ጀቱ ፡ ተእምኖ ፡ ወምግበት ፡
በዘይመልክ ፡ ላዕሌሁ ፡ ወሰዘኢያየቀ ፡ ኪያው ፡
ኦዛዚ ፡ እንዘ ፡ ሀሎ ፡ በሕይወቱ ፡ ይሥራዕ ፡
ፊታሒ ፡ እምድኅረ ፡ ሞቱ ። ወለእመ ፡ ኮነ ፡
ዘእዘዘ ፡ ሎቱ ፡ ኅጡእ ፡ አእምሮ ፡ ያጸንዕ ፡
ጽሑፈ ፡ ትእዛዘ ፡ ላዕሌ ፡ ንዋይ ፡ ፍሉጥ ፡ ዘእን
በለ ፡ ካልእ ።

፩ሺ፻፹፺ እምስተኛ ። በጽሕፈት ፡ ለእርሱ ፡ ስለሚታ
ዘዝ ፡ ይናገራል ። ሁለት ፡ ትእዛዛት ፡ መታመንና
በሚያስተዳድርበት ፡ ላይ ፡ መሾም ፡ አሉበት ።
እዛዥ ፡ በሕይወቱ ፡ ሳለ ፡ ያሳወቀውን ፡
እርሱ ፡ ከሞተ ፡ በኋላ ፡ ዳኛ ፡ ይሥራበት ። የታ
ዘዘለት ፡ ሰው ፡ እእምሮውን ፡ ያጣ ፡ ቢሆን ፡
ከሌላው ፡ በቀር ፡ በተለየ ፡ ገንዘብ ፡ ላይ ፡ የትእ
ዛዝ ፡ ጽሕፈት ፡ ይጻፍል ።

፩ሺ፻፹፮ ወለእመ ፡ አዘዘ ፡ በእንተ ፡ ነሎ ፡ ዘንደገ ፡
የእዝዝ ፡ ለከልኤቱ ፡ ኅቡረ ፡ ወእይፈጽም ፡
፩ዱ ፡ እምይሆሙ ፡ ግብረ ፡ ዘእሁ ፡ ዘእንበለ ፡
ትእዛዘ ፡ ካልኤ ፡ ወከመ ፡ የእዝዝ ፡ ለ፩ዱ ፡
ሀየንተ ፡ ካልኤ ። እመስ ፡ ተብሀለ ፡ እመ ፡ እኮ ፡
እገሌ ፡ እው ፡ እገሌ ፡ ወእይኒ ፡ ዘተወከፈ ፡
እምእሉ ፡ እው ፡ እዘዘ ፡ ኪያሃ ፡ ቅድመ ፡ ወእ
ቲኔ ፡ እዛዘ ፡ ዘእንበለ ፡ ካልኤ ። ወእመኔ ፡
ተብሀለ ፡ እገሌ ፡ ወእምድኅረሁ ፡ እገሌ ፡ እይ
ደልም ፡ ለዳግማዊ ፡ ከመ ፡ ይመግብ ፡ ባቲ ፡
ዘእንበለ ፡ እምድኅረ ፡ ፀእተ ፡ ተዳማዊ ፡ እም
ኔሃ ፡ ወከመ ፡ እይትወከፍ ፡ ትእዛዘ ።

፩ሺ፻፹፮ ገ፩ ስለ ፡ ተወወ ፡ ገንዘብ ፡ ሁሉ ፡ ቢያዝዝ ፡ ለሁ
ለቱ ፡ ባንድነት ፡ ይዘዝ ። ከእነርሱ ፡ እንዱ ፡ ያለ
ባልንጀራው ፡ ትእዛዝ ፡ ሥራውን ፡ እይፈጽም ።
ለእንዱም ፡ ስለሌላው ፡ ፈንታ ፡ ሊያዝዝ ፡ እይ
ገባውም ። ባይሆን ፡ እገሌ ፡ ወይም ፡ እገሌ ፡
ቢባል ፡ ግን ፡ ከእነዚህ ፡ የተቀበሰ ፡ ወይም ፡
እስቀድሞ ፡ እርሷን ፡ ያዘዘ ፡ ግንኛውም ፡
ቢሆን ፡ ከባልንጀራው ፡ ተለይቶ ፡ እዛዥ ፡
ነው ። እገሌ ፡ ከእርሱም ፡ በኋላ ፡ እገሌ ፡ ቢባ
ልም ፡ የፈተኛው ፡ ከእርሷ ፡ ከወጣ ፡ በኋላ ፡
ካልሆነ ፡ በቀር ፡ ሁለተኛው ፡ ሊያስተዳድር
ባት ፡ ትእዛዙንም ፡ ሊቀበሉት ፡ እይገባውም ።

፩ሺ፻፹፻ ወእምከመ ፡ መገበ ፡ ዘተእዘዘ ፡ ሎቱ ፡ በምን
ትኒ ፡ እምትእዛዝ ፡ ያለው ፡ ላዕሌሁ ፡ ተወክፎ
ትእዛዝ ፡ ወእይፃእ ፡ እምሃመተ ፡ ትእዛዝ ፡
ዘእንበለ ፡ በብጽሐቱ ፡ ለዘእዘዘ ፡ ሎቱ ፡ ወተመ
ርሐቱ ። እው ፡ እመ ፡ እበየ ፡ ያብጽሐ ፡ ኅበ ፡
ፊታሒ ፡ ወያስተሥራ ፡ ሎቱ ፡ ወይኅድኅ ፡

፩ሺ፻፹፻ ከትእዛዝ ፡ በማናቸውም ፡ የታረገለት ፡ ሰው ፡
ካስተዳደረ ፡ ትእዛዙን ፡ መቀበል ፡ ተገባው ።
ያዘዘለት ፡ ሰው ፡ ከመድረሱና ፡ ከመመራቱ ፡
በቀር ፡ ከታዘዘለት ፡ ሹመት ፡ እይውጣ ።
ወይም ፡ እንቢ ፡ ቢል ፡ ወደ ፡ ዳኛ ፡ ያድርሰው ።
ዳኛውም ፡ እንደዚህ ፡ ሁኖ ፡ ቢያገኘው ፡ ይፃ

ፈታሕ : ለእመ : ረከበ : ዘከማው : አው : ከመ :
 ይንግሮ : ዘይሥዕሮ : እምዘንዋን : ዘተኦዘዘ :
 ቦቱ : ዘከመ : ደዌ : ዘንዋን : ሰደሚ : ወሙ
 ቃሌ : ዘንዋን : መዋሰል : ወዘከመ : ንግደት :
 ኅዘ : ርኑቅ : አው : ሰደት : ለእመ : እሚመ :
 ዘይሚግብ : እምታሕቲው : ምእመን : ወበቋፊ :
 በግብሩ : አው : ከመ : ይጽናዕ : ላሰሌው :
 እማራ : ለኅሊኦ : ትእዛዝ : ዘእመር : ወእምድ
 ኅረ : አውሰኦ : እይደልዎ : ከመ : ይግባእ :
 ወይኩን : አዛዜ : ወወላእሰ : ዘእቅደመ : ዘክ
 ሮቶ : ይደልዎ : ከመ : ይግባእ : ወይኩን :
 አዛዜ : በትእዛዝ : ፈታሕ ።

፩ሺ፪፻፺፫ ወለዘሂ : ሜሞ : ፈታሕ : ከመ : ይመግብ :
 ቦቱ : ለእመ : ኮን : ፍጹመ : ሃይማኖት : ወምእ
 መን : ወበቋፊ : ወእመኒ : ኮን : እምአዝማዲው :
 ለዘተኦዘዘ : ሎቱ : ውእቲ : ዘይደልዎ : ወይ
 ግበር : ቦቱ : ለአዝማድ : ምሰል : አዝማድ :
 እሰመ : ዘቅሩብ : ይኩን : ለቅሩብ ።

፩ሺ፪፻፺፬ መከ : ፲ወ፩ቱ : ይደልዎ : ለብእሊ : ከመ :
 ያብሕ : ወልዶ : ላሰለ : ጽሑፊ : ትእዛዝ : ዲበ :
 ንዋዩ : ወይኩን : መጋቤ : ላሰለ : ነሉ : ዘን
 ደን ።

፩ሺ፪፻፺፭ ዘ፲ወ፫ቱ : ወብወሕ : ሎቱ : ከመ : ይሚም :
 ገብረ : ዘኦው : ላሰለ : ዘንደን : ወይግበር :
 ነሉ : ዘይግብር : ውእቲ ።

፩ሺ፪፻፺፮ ዘ፲ወ፶ቱ : ወለእመ : ጸሐፊት : ብእሊት :
 ትእዛዝ : ለደቀቀ : ወልዳ : ኢብወሕ : ላቲ :
 ከመ : ትሚም : ሎሙ : መጋቤ : ወዐቃቤ :
 እሰመ : ይደልዎ : ለእቡሆሙ : በዝንቲ ። ወእ
 መሰ : እልቦሙ : እብ : ይኩን : ሎሙ : መጋቤ
 ወዐቃቤ : ወይደሉ : ላቲ ካዕሰ : ከመ : ትሚም
 ሎሙ : መጋቤ : ወዘየዐትቦሙ : በዘንደን :
 ሎሙ : ባሕቲቲ ።

፩ሺ፪፻፺፯ መጽ : ፲ወ፪ቱ : ወዘሂ : ሞተ : ዘእንበለ : ጽሑፊ
 ትእዛዝ : ውንደን : ውሉዶ : ወተርፉ : ወላድዶ
 ኒው : ወኦዎቂው : ለይኩን : ትእዛዝ : ርሰቲ :
 ለወላድያኒው : ወይመግቡ : ቦቱ : በእምላለ :
 መጋቤ : ዘተኦዘዘ : ሎቱ : ወእኮ : ለእኛው :
 ከመ : ይትካፈሉ : ምሰል : ውሉድ : ወኢይደል
 ዎሙ : ከመ : ይትቃወምዎሙ : ለወላድያን ።
 በዝንቲ : ይትወወቅ : አዛዜ : እኮ : እውራሲ :
 አላ : መጋቤ : እሰመ : ከልኤሆሙ : አዛዜ :
 እይትበሀሉ ።

ርታ : እድርጎ : ይተወው ። ከታዘዘበት : ሹመት
 የሚሻርበትን : ይነግረው : ዘንድ : እንደ : ብዙ :
 ዘመን : ደዌ : እንደ : ብዙ : ቀን : እሥራት :
 ዕሩቅ : እገር : እንደመሄድ : ወይም : እንደ :
 ሰደት : ያለ : ቢሆን : በሥራው : የታመነ :
 የሚጠቅም ሹም : ከበታቹ : ካልሾመ : ወይም
 የታወቀውን : ትእዛዝ : ለመያዝ : ምልክት :
 በእርሱ : ላይ : ይጸና : ዘንድ : ካልሾመ ። ካሰወ
 ጣውም : በኋላ : እዛኻ : ይሆን : ዘንድ : ሊመ
 ለሰ : እይገባውም ። እስቀድሞ : በተጠቀሰው :
 መውጣትሰ : በዳኛ : ትእዛዝ : ተመልሶ : እዛኻ
 ሊሆን : ይገባዋል ።

፩ሺ፪፻፺፱ ያስተዳድርበት : ዘንድ : ዳኛ : የሾመው :
 ለው : በሃይማኖቱ : ፍጹም : የታመነ : የሚጠ
 ቅም : ቢሆን : ከታዘዘለት : ሰው : ከዘመዶቹ :
 ወገን : ቢሆንም : የሚገባው : እርሱ : ነው ። ለዘ
 መዶች : ከዘመዶች : ጋራ : ይሥራበት ። ቅርብ :
 ነውና ። ለቅርቡ : ይሁን ።

፩ሺ፪፻፺፱ መከ : ፲፮ ። ትእዛዙን : በመጻፍ : ላይና : በገ
 ንዘቡ : ላይ : ልጁን : ያሠለጥን : ዘንድ : ለሰው :
 ይገባዋል ። በተወደደ : ሁሉ : ላይ : እስተዳዳሪ :
 ይሁን ።

፩ሺ፪፻፺፭ ፲፫ ። በተወደደ : ላይ : ባሪያውን : ሊሾም :
 መብት : እለው ። እርሱ : የሚሠራውን : ሥራ :
 ሁሉ : ይሥራ ።

፩ሺ፪፻፺፮ ፲፱ ። ሴት : ለልጆቿ : ልጆች : ትእዛዝ : ብት
 ጽፍ : መጋቢ : ጠባቂ : ትሾምላቸው : ዘንድ :
 ሥልጣን : የላትም ። በዚህ : ለእባታቸው : ይገ
 ባዋልና ። እባት : ባይኖራቸው : ግን : መጋ
 ቤና : ጠባቂ : ይሾምላቸው ። ዳግመኛም : በተ
 ወላቸው : ገንዘብ : ብቻ : መጋቢና : የሚጠብ
 ቅላቸው : ትሾምላቸው : ዘንድ : ለእርሷ : ይገባ
 ታል ።

፩ሺ፪፻፺፯ መከ : ፲፪ ። ትእዛዙን : ሳይጽፍ : የሞተ :
 ሰው : ልጆቹን : ቢተው : ልጆቹና : ወንድም
 ቹም : ቢቀሩ : በርሰቲ : ማዘዝ : ለወላጆቹ :
 ይሁን ። በታዘዘለት : ሰው : እምሳይ : ያስተዳድ
 ፋበት ። ከልጆች : ጋራ : ይካፈሉ : ዘንድ : ለወ
 ንድሞቹ : እግባብ : እይደለም ። ወላጆችንም :
 ሊቃወሟቸው : እይገባቸውም ። እዛኻ : በዚህ :
 ይታወቃል ። ሹም : ነው : እንጂ : እውራሽ :
 እይደለም ። ሁለቱም : እዛኻ : እይባሉምና ።

፩ሺ፪፻፺፰ መካ : ፫ቱ : ወላመቦ : ዘጸሐፈ : ውስተ : ትእዛዙ : ሰሞ : ለዘያሌዝዝ : ሎቱ : ወስሞ : ለዘይሚግቦ : ይንሥኡ : ንዋያቲዮሙ : ወይከፍልዎሙ : ለውሎዱ : ወኢያንግእ : እምኒሁ : መጋቢ ። ወለእመ : አጸሐፈ : አዛዚ : መጽሐፈ : ትእዛዝ : ወለእመ : ኮን : ዘእዘዘ : ሎሙ : አኑ : ዘኅለፈ : እመዋሶሊሁ : ወኮኖ : ጾወጅቱ : ዓመት : ውእቱኬ : ይኩን : መጋቢ ። ወለእመ : አልቦሙ : አኑ : ዘየቦቢ : ይኩን : መጋቢ : ወኮኖኔ : ውእቱኬ : ልብው : እምአኃወ : አቡሆሙ : ወያስተዋዕእ : ላዕሌሆሙ : እምንዋይ : ዘኅደገ : አቡሆሙ : በዘመ : ይደሉ : ወያጽሐፍ : ኮሎ : ዘኅደገ : አቡሆሙ : ወለይኩን : ሶቀቦ : ኅቦ : መጽሐፍ ።

፩ሺ፪፻፺፱ ወለእመ : አልቦሙ : አኃወ : አብ : ልብዋን : ዘኮን : ልብወ : እምውሎደ : አኃወ : አቡሆሙ : ዘኅለፈ : መዋሶሊሁ : እምጽወጅቱ : ዓመት : ይመግብ : ሕያወቶሙ : ወለእመ : አልቦሙ : ውሎድ : ለአኃወ : አቡሆሙ : ወፈቀደት : እሞሙ : ለውሎድ : ከመ : ትሥራዕ : ግብራቲ : ሆሙ : ትንግሮ : ለፈታሒ : እንከ : ወፈታሒኒ : ይንግእ : ቃለ : ብፅዓት : እምኔሃ : ከመ : ይኢቲ : ኢትትወስብ : እስከ : ታልህቆሙ : ለውሎዱ : ወሶቦ : ልሀቱ : ተሀብ : ሎሙ : ርሰቶሙ ።

፩ሺ፪፻፺፱ ወለእመ : አፈቀደት : ሕግን : ትኤዝዝ : ከመ : ይሣሙ : ሊቃናተ : ሀዘ : ለደካትም : መግብተ : ወአዛዘያን : ወያሰንአውዎሙ : ላዕለ : ዓስብ : እምርት : በዘመ : መጠን : ንዋየ : ርሰት : ዘተንደግት : ወያንሥኡ : እምኒሆሙ : መግብት : ኮሎ : ዘመሀብዎሙ : ወያሶተቡ : ንዋየ : ደካትም : በኮሎ : ጸሀቆሙ : እስከ : ይሀብዎሙ : በጊዜ : ብጽሐቶሙ ። ወለዘሂ : ረሰየ : አዛዚ : መጋቢ : ወኮኖኔ : ኢያንግሥ : እምኒሁ : ተሐባዩ : በዘእመግቦ : እስመ : እግዚአ : ንዋይ : ሰሊሁ : ውእቱ : ዘረሰየ : መጋቢ : ተዳሚ : ላዕለ : ወልዱ : ወንዋየ : እስከ : ይልህቅ ።

፩ሺ፪፻፺፱ መካ : ፪ቱ : ወሕፃንኒ : ይኩን : እስከ : ዮኅልፍ : እምሕያመቱ : ኀመፀቱ : ዓመት : ወወለትኒ : ኀመፀቱ : ዓመት : ታሕተ : አዬሁ : ለመጋቢ ። ወእምከመ : ኅለፈ : ዝንቱ : ሶድሜ : ይሃኡ : እምሥልጣኑ : ወእምዝ : ይኩን :

፩ሺ፪፻፺፰ መካ : ፫ = በትእዛዙ : ውስጥ : የሚያዝዝለትን : ሰው : ሰምና : የሚያስተዳድረውን : ሰው : ሰም : የጸፈ : ሰው : ቢኖር : ተቀብለው : ለልጆቹ : ያካፍሏቸው ። ሹሙም : ከእርሱ : አይውሰድ ። አዛዥ : የትእዛዝ : መጽሐፍ : ባይጽፍ : የሕፃንነቱ : ወራት : ያለፈው ፣ ጽጅ : ዓመት : የሆነው : ያዘዘላቸው : ወንድም : ቢኖር : እርሱ : አስተዳዳሪ : ይሁን ። ታላቅ : ወንድም : ባይኖራቸው : ከአባታቸው : ወንድሞች : አስተዋይ : የሆነው : አስተዳዳሪና ፈራጅ : ይሁን : አባታቸው : ከተወው : ገንዘብ : እንደሚገባ : ለእነርሱ : ያወጣጣ ። አባታቸው : የተወውን : ሁሉ : ይጻፍ : በመዝገብም : የተጠበቀ : ይሁን።

፩ሺ፪፻፺፱ አስተዋዮች : የሆኑ : የአባት : ወንድሞች : ባይኖሯቸው : ከአባታቸው : ወንድሞች : ልጆች : ወገን : አስተዋይ : የሆነው : ዘመኑ : ከጽጅ : ዓመት : ያለፈ : ያስተዳድራቸው ። ለአባታቸው : ወንድሞች : ልጆች : ባይኖሯቸው : የልጆቹ : እናት : ሥራቸውን (ገንዘባቸውን) ልታከናውን : ብትወድ : እንግዲህ : ለዳኛ : ትንገረው ። ዳኛውም : ልጆቿን : እስከታላድጋቸው : ድረስ : ባለ : እንዳታገባ : ባይተም : ጊዜ : ርሰታቸውን : እንድትሰጣቸው : የመሐላ : ቃል : ይቀበላት ።

፩ሺ፪፻፺፱ እርባ : ባትወድ : ግን : ያዘር : ዳኞች : ለደኃ : አደጎች : አስተዳዳሪዎችንና : አዛዦችን : ይሾሙ : ዘንድ : ሕጎችን : ታዝዛለች ። እንደ : ተተወችው : የርስት : ገንዘብ : መጠን : በታወቀች : ደመወዝ : ይሰማሙላቸው ። ሹማምቱም የሰጧቸውን : ሁሉ : ከእነርሱ : ይቀበሉ ። አካለ : መጠን : ባደረሱ : ጊዜ : እስከሚሰጧቸው : ድረስ : የድሃ : አደጎችን : ገንዘብ : በፍጹም : ትጋት : ይጠብቁ ። አዛዥ : ሞግዚትና : ሹም : ካደረገው : ሰው : በሾመበት : ገንዘብ : ላይ : ዋስ : አይፈልግ ። የገንዘቡ : ጌታ : እስኪያድግ : ድረስ : አስቀድሞ : በገንዘቡና : በልጁ : ላይ : አስተዳዳሪ : ያደረገው : እርሱ : ነውና ።

፩ሺ፪፻፺፱ መካ : ፪ = ወንድ : ልጅም : ከዕድሜው : ፲፬ : ዓመት : ሴት : ልጅም : ፲፪ : ዓመት : እስኪያልፍ : ድረስ : በሞግዚት : እጅ : ሥር : ይሁኑ ። ይህ : ጊዜ : ካለፈ : በኋላ : ከሥልጣኑ : ይውጡ ። ከዚያም : በኋላ : ጽጅ : ዓመት : እስኪሆናቸው :

አንቀጽ ፡ ፱፩ ።

በገንዘብ ፡ ስለሚያዝዝ ።

ታሕተ ፡ እዴሁ ፡ ለኩናኒ ፡ እስከ ፡ ይከውን ፡ ሎሙ ፡ ጽወጅቱ ፡ ዓመት ፡ ወይአተ ፡ ጊዜ ፡ ይኩን ፡ ሎሙ ፡ መባሕት ፡ ላዕለ ፡ ግብረ ፡ ዜላ ሆሙ ።

ድረስ ፡ በሹም ፡ እጅ ፡ ይሁኑ ። ያንጊዜ ፡ በሥራ ችው ፡ ላይ ፡ መብት ፡ ይነራቸው ።

፩ሺ፫፻፸ ወጎዲን ፡ ምግብና ፡ ይኩን ፡ በጀቱ ፡ ቃላት ፡ ፩ዱ ፡ እምኔሆሙ ፡ ዘ፲ወፀቱ ፡ ወዘኮኑ ፡ ሎቱ ፡ ለብእሲ ፡ ጅቱ ፡ ውሉድ ፡ ተባዕት ፡ ወእንሱት ፡ ወፈቀደ ፡ ከመ ፡ ያድጎን ፡ እምሳይመተ ፡ ትእዛዝ ፡ ወከመ ፡ ኢይኩን ፡ መጋቤ ፡ ለደካትም ፡ ነኪራን ፡ ወኢለእዝማድ ፡ ይደልዎ ፡ ዝንቱ ። ወአመስ ፡ ኮኑ ፡ ሎቱ ፡ ዘይውሕዱ ፡ እምጅቱ ፡ ውሉድ ፡ ያገብሮ ፡ ፈታሒ ፡ ከመ ፡ ይኩን ፡ መጋቤ ፡ አው ፡ ኩናኒ ፡ ለደካትም ፡ እምእዝማዲሁ ፡ ወካልአኒሆሙ ።

፩ሺ፫፻፸ ሹመትን ፡ መተው ፡ በጀ ፡ ነገር ፡ ይሁን ። ከእነርሱም ፡ አንዱ ፡ ፲፬ ። አምስት ፡ ወንዶችና ፡ ሴቶች ፡ ልጆች ፡ ያሉት ፡ ሰው ፡ ከትእዛዝ ፡ ሹመት ፡ እንዲድን ፡ ለባዕድና ፡ ለዘመድ ፡ ድኃ ፡ እደግ ፡ ልጆች ፡ አስተዳዳሪ ፡ እንዳይሆን ፡ ቢወድ ፡ ይህ ፡ ይገባዋል ። ከጅ ፡ ልጆች ፡ የሚያንሱ ፡ ቢሆኑለት ፡ ግን ፡ ከዘመዶቹ ፡ ወይም ፡ ከሌሎች ፡ ቢሆኑ ፡ ለድኃ ፡ እደጎች ፡ ልጆች ፡ ሞግዚት ፡ ወይም ፡ ሹም ፡ ይሆን ፡ ዘንድ ፡ ዳኛ ፡ ይከፈል ።

፩ሺ፫፻፹ ወዓዲ ፡ ዘጀት ፡ እመቦ ፡ ብእሲ ፡ ዘኮኑ ፡ መጋቤ ፡ ለደካትም ፡ ኢይደልዎ ፡ ሎቱ ፡ ከመ ፡ ያድጎን ፡ እምትእዛዝ ፡ መጽሐፍ ፡ ወእምግብር ፡ ዘተአዘዘ ፡ ሎቱ ፡ በንዋሃሙ ፡ ለእመ ፡ ተወክረ ፡ መጽሐፈ ፡ ትእዛዝ ፡ ወተዳደቆ ፡ ድድቅ ፡ ለውእቱ ፡ ንዋዩ ።

፩ሺ፫፻፹ ዳግመኛም ፡ ፫ ። ለድኃ ፡ እደጎች ፡ ልጆች ፡ መጋቤ ፡ የሆነ ፡ ሰው ፡ ቢኖር ፡ ከደብዳቤ ፡ ትእዛዝ ፡ በገንዘባቸውም ፡ ከታዘዘለት ፡ ሥራ ፡ ሊድን ፡ እይገባውም ። የትእዛዙን ፡ ደብዳቤ ፡ ከተቀበለና ፡ ያነን ፡ ገንዘብ ፡ ድንገት ፡ እደጋ ፡ ካገኘው ፡ ይከፈለው ።

፩ሺ፫፻፵ ዘጀወፍቱ ፡ ወይደልዎ ፡ ለመጋቤ ፡ ደካትም ፡ ከመ ፡ ያመግብ ፡ ብእሴ ፡ በእንተ ፡ ፈጽሞ ፡ ንዋያቲሆሙ ፡ ባሕቱ ፡ በትእዛዝ ፡ ፈትሒ ፡ ይኩን ።

፩ሺ፫፻፵ ፶፫ ። የድኃ ፡ አደጎች ፡ ሹም ፡ ገንዘባቸውን ፡ ስለመጠበቅ ፡ ሰው ፡ ሊሾም ፡ ይገባዋል ። ነገር ፡ ግን ፡ በዳኛ ፡ ትእዛዝ ፡ ይሁን ።

፩ሺ፫፻፷ መጅ ፡ ፲ወፀቱ ፡ ወለእመኒ ፡ ተወውቀ ፡ ከመ ፡ ዘእመገብዎ ፡ በጽሑፍ ፡ ከመ ፡ ውእቱ ፡ ተወደወ ፡ ላዕለ ፡ ደካትም ፡ ወኢተዘከራ ፡ ለምዕቅብና ፡ ለደኩን ፡ ርሰት ፡ ዘተነድገ ፡ ውስተ ፡ እደዋሆሙ ፡ ለመገብተ ፡ ቤተ ፡ ክርስቲያን ፡ እስከ ፡ ይልሀቁ ፡ ወኢያብሐ ፡ እግዚእብሔር ፡ ለእለ ፡ ይሠየሙ ፡ መገብት ፡ ላዕለ ፡ ዘውስተ ፡ እደዋሆሙ ፡ ከመ ፡ ያስተዋዕለዎ ፡ በዘኢመፍትው ፡ ወከመ ፡ የሐርትሙ ፡ ውሉደ ፡ አዛዚ ።

፩ሺ፫፻፷ መጅ ፡ ፲፬ ። በጽሕፈት ፡ የሾሙት ፡ ሰው ፡ በደኃ ፡ እደጎች ፡ ላይ ፡ እንደተላለፈና ፡ እደራውን ፡ እንደአላሰባት ፡ ቢታወቅ ፡ እስኪያድጉ ፡ ድረስ ፡ የተተወው ፡ ርሰት ፡ በቤተ ፡ ክርስቲያን ፡ ሹማምንት ፡ እጅ ፡ ይሁን ። በእጃቸው ፡ ያለውን ፡ ገንዘብ ፡ በማይገባ ፡ ያወጣሙት ፡ ዘንድ ፡ ያዛኸንም ፡ ልጆች ፡ ይበድሉ ፡ ዘንድ ፡ እግዚአብሔር ፡ ለሚሾሙ ፡ ሹማምት ፡ አላሰናበተም ።

፩ሺ፫፻፸ መከ ፡ ፯ቱ ፡ ወኢይደልዎ ፡ ለዘእመገብዎ ፡ እው ፡ ለዘሜጥዎ ፡ ከመ ፡ ያሳጥ ፡ ምንተኒ ፡ እምንዋዩ ፡ ደካትም ፡ ወየሀብ ፡ ጸባሕተ ፡ እው ፡ ልቃሐ ፡ ዘእንበለ ፡ መባሕተ ፡ ፈታሒ ፡ ወእዝዞቱ ፡ ቦቱ ፡ ከመ ፡ ያሳጥ ፡ ወደእተ ፡ ጊዜ ፡ ያሳጥ ፡ በእምጣን ፡ ጸባሕት ፡ ወልቃሕ ።

፩ሺ፫፻፸ መከ ፡ ፯ ። እስተዳዳሪ ፡ ላደረጉት ፡ ወይም ፡ ለሾሙት ፡ ሰው ፡ ያለዳኛ ፡ ፈቃድ ፡ ከድኃ ፡ እደጎች ፡ ገንዘብ ፡ ምንምን ፡ ሊሸጥ ፡ ግብር ፡ ወይም ብድር ፡ ሊሰጥ ፡ እይገባውም ። እንዲሸጥ ፡ እርሱን ፡ ቢያዝዘውም ፡ ያንጊዜ ፡ ለብድሩና ፡ ለግብሩ ፡ ያህል ፡ ይሸጥ ።

፩ሺ፫፻፿ ዘ ፯ ፡ ወዘሂ ፡ ኮኑ ፡ እምሐራ ፡ ወላእካነ ፡ ንጉሥ ፡ ኢይሠየም ፡ ለምዕቅብና ፡ ወኢለምግብና ፡ ላዕለ ፡ ደካትም ፡ ለእመ ፡ ኢተራልጠ ፡ እመልእክተ ፡ ንጉሥ ። ወነገርሰ ፡ በእንተ ፡ ትእዛዝ ፡ ኤጲስቆጶሳት ፡ ወመንኮሳት ፡ ወእግብርት ፡ ወግ

፩ሺ፫፻፿ ፯ ። ከንጉሥ ፡ ጭፍራና ፡ ወታደሮች ፡ ወገን ፡ የሆነም ፡ ከንጉሥ ፡ እገልግሎት ፡ ካልተሰየ ፡ በደኃ ፡ እደጎች ፡ ላይ ፡ ለመጠበቅና ፡ ለማስተዳደር ፡ እይሾም ። ስለኤጲስ ፡ ቆጶሳትና ፡ ስለሚኮሳት ፡ ነፃ ፡ ስለወጡና ፡ ስላልወጡ ፡ ባሮች

አንቀጽ : ፵፪ ።

ሰለ : ርስት ።

ሰብን : ተነግረ : ዘፍጻሚሁ : ለአንቀጽ : ተዋርሶ ።

ትእዛዝ : ነገርሰ : በአንቀጽ : ተዋርሶ : ተነግሯል ።

፩ሺ፪፻፳ ሥርዋጽ : ናሁ : ተሠርዐት : ሥርዓተ : ተዋርሶ : በምክረ : ሊቀ : ጳጳሳት : እባ : ቁርሎስ : ወኤሊስቆጳሳቲሁ : ካልእ : እምዘተነግረ : በዝንቱ : እንቀጽ : ወይላቲኬ : ድሉት : እስመ : ይላቲ : ተሠርዐት : ካዕበ : እምኅበ : መንፈቆመ : ለሊቃነ : ጳጳሳቲነ : እለ : ቀደመ : እምኅበ : ማእምራን : ካዕበ : ወበላዕሌሃ : ያስምኩ ።

፩ሺ፪፻፳ ሥርዋጽ ። እነሆ : ያወራረሰ : ሥርዓት : በሊቀ : ጳጳሳቲ : በእባ : ቁርሎስና : በኤሊስ : ቆጳሳቲ : እስተያየት : በዚህ : እንቀጽ : ከተነገረው : ሌላ : ተጽፋላች ። ይህችውም : የተገባች ናት ። ከቀደሙት : ሊቃነ : ጳጳሳት : ከእኩሌቶች : ዘንድ : ዳግመኛም : ከዐዋቆች : ዘንድ : ተጽፋላችና ። በእርሷም : ይጻፍሉ : (ጸንተው : ያኖራሉ) ።

አንቀጽ : ፵፬ ወጀቱ :

በአንተ : ርስት ።

አንቀጽ : ፵፪

ስለርስት : ይናገራል ።

፩ሺ፪፻፲ ወውላቲ : ፲ወፎቲ : ምዕራፍ ። ምዕራፍ : ቀዳማዊ : በአንተ : ዘይቀድም : ገቢሮቲ : ውስተ : ጎድጎት : ወውላቲ : ዘይትረከብ : እምንዋዩ : ለዘሞተ : ወእማራ : ዕለታት : እንተ : ይትከሉ : ቦቶን : ወራስያን : እምነ : ተኃሣሥያን : በርስቶሙ ።

፩ሺ፪፻፲ ይኸውም : ፲፫ : ምዕራፍ : ነው ። መጀመሪያ : ምዕራፍ : በመተው : ሊያደርጉት : ስለሚቀድመው : ይናገራል ። ይኸውም : ከሙት : ገንዘብ የሚገኝ : ነው ። ወራሾችም : ርስታቸውን : ከሚፈላስጉት : የሚከስከሉባቸውን : ዕለታት : ማመልከት : ነው ።

፩ሺ፪፻፲ መከ : ሽወጀቲ : ያቅድሙ : ሤጠ : ግንዘቲ : ወዓለበ : እለ : ይከርዩ : ወሤጠ : መቃብር ። ጠሰ : ሽወጀቲ : ወእስተዋዕለተ : ግንዘቲ : ወዘይተልዎ : ለዘንቲ : ሥርዓተ : ቀላርባን : እሙር ። ወነዋ : ተነግረ : በአንቀጽ : ሙታን ።

፩ሺ፪፻፲ መከ : ሽ፬ ። የመግነዘን : ዋጋና : የመቃብር : ቆሩሪዎችን : ደመወዝ : የመቃብሩንም : ዋጋ : ያስቀድሙ ። ጠሰ : ሽ፪ ። ስመግነዘን : የሚወጣ ጣውና : ይህን : የሚከተለው : የታወቀው : የቀላርባን : ሥርዓት : እነሆ : በአንቀጽ : ሙታን ተነግሯል ። (ፍ : ነ : ፯፻ ፺፰) ።

፩ሺ፪፻፲፩ ረስጣ : ፎወጃቲ : ዘቡ : ለነዳያን : እምጥራታቲው : ለዘሞተ : ከመ : ይኩኖ : ተገዘነረ : ለርእሱ ።

፩ሺ፪፻፲፩ ረስጣ : ፎ፱ ። ስራሱ : መታሰቢያ : ይሆነው : ዘንድ : ከሞተው : ሰው : ገንዘብ : ለነዳያን : ስጡ ።

፩ሺ፪፻፲፪ ሥርዋጽ : ዘሀሎ : ውስተ : ቀናናት : ዘሐዋርያ : ትእዛዝ : ጴጥሮስ : ወጳውሎስ : ወያዕቆብ : ወይመጽውቲ : ለምስኪናን : እምንዋዮሙ : ለእስ : ኖሙ : እምእመናን : ኅራን : ወእኮ : ዘከሐድያን : እኩያን ። ወከማው : ዘጳጳ : ነበረ : ውስተ : ቀናናተ : ነገሥት : ይይልዎ : ለዘዘጸሐቶ : ዕለተ : ሞቲ : ከመ : የአዝዝ : ለጽኑሳን : እምንዋዮ : ከመ : ይኩን : ሎቲ : ዕሣት : በሰለተ : ፍዳ : ወእይይልዎ : ለተለሰ : ዘእንበለ : ዘእቅረቦ : እምጽድቅ ።

፩ሺ፪፻፲፪ ሥርዋጽ ። በሐዋርያት : መጽሐፍ : ያለ : የጴጥሮስና : የጳውሎስ : የያዕቆብም : ትእዛዝ ። የክፋዎች : ከሐዳዎችን : ያይደለ : ከደጋጎቹ : ምእመናን : ወገን : ከሞቱት : ሰዎች : ገንዘብ : ለድሆች : ይመጽውቲ ። እንደዚሁም ። ፮ ። በፍትሐ : ነገሥት : ተጽፏል ። ዕለተ : ሞቲ : ለደረሰችበት : ሰው : በፍርድ : ቀን : ዋጋ : ይሆንለት : ዘንድ : ከገንዘቡ : ለድሆች : ሊያዝዝ : ይገባዋል ። ከእውነት : ወገን : ያቀረበው : ካልሆነ : በቀር : ለሰው : እይገባውም ።

፩ሺ፪፻፲፫ መከ : ዘ፯ኛጅቲ : እምነጊ : ዘሀሎ : ላዕለ : ምዕተ : እምጸባሕት : ወዕዳ ። ዘጀወጃወፆቲ : ዘጀጃወጅቲ : መጅ : ፲ወጀቲ : ወእመሰ : ኮነ : ንዋይ : ዘኅደገ : ዘእየእክል : ለራድዮ : ልቃሕ :

፩ሺ፪፻፲፫ መከ : ፺፭ ። ከግብርና : ከዕዳ : በመዋቲ : ላይ : ያለውም : የሚከፈለው : ከዚህ : ነው ። ፻፳፫ ። ፻፳፭ ። መጅ : ፲፪ ። የተወው : ገንዘብ : ብድር : ለመክፈል : የማይበቃ : ቢሆን : ግን :

አንቀጽ ፡ ፵፪ ።

ሰለ ፡ ርስት ።

ፀብን ፡ ተነግረ ፡ ዘፍጽሚሁ ፡ ለአንቀጽ ፡ ተዋርሶ ።

ትእዛዝ ፡ ነገርሰ ፡ በአንቀጽ ፡ ተዋርሶ ፡ ተነግሯል ።

፩ሺ፫፻፳ ሥርዋጽ ፡ ናሁ ፡ ተሠርዐት ፡ ሥርዓተ ፡ ተዋርሶ ፡ በምክረ ፡ ሊቀ ፡ ጳጳሳት ፡ አባ ፡ ቄርሎስ ፡ ወኤሊስቆጳሳቲሁ ፡ ካልእ ፡ እምዘተነግረ ፡ በዝንቱ ፡ አንቀጽ ፡ ወይእቲኬ ፡ ድሉት ፡ እስመ ፡ ይእቲ ፡ ተሠርዐት ፡ ካዕበ ፡ እምነበ ፡ መንፈቆሙ ፡ ለሊቃነ ፡ ጳጳሳቲነ ፡ እለ ፡ ቀደሙ ፡ እምነበ ፡ ማእምራን ፡ ካዕበ ፡ ወበላዕሌሃ ፡ ያስምኩ ።

፩ሺ፫፻፳ ሥርዋጽ ፡ እነሆ ፡ ያወራረስ ፡ ሥርዓት ፡ በሊቀ ፡ ጳጳሳቱ ፡ በአባ ፡ ቄርሎስና ፡ በኤጲስ ፡ ቆጳሳቱ ፡ አስተያየት ፡ በዚህ ፡ አንቀጽ ፡ ከተነገረው ፡ ሌላ ፡ ተጽፋለች ። ይህችውም ፡ የተገባች ናት ። ከቀደሙት ፡ ሊቃነ ፡ ጳጳሳት ፡ ከእኩሌቶች ፡ ዘንድ ፡ ጻግመኛም ፡ ከዐዋቆች ፡ ዘንድ ፡ ተጽፋለችና ። በእርሷም ፡ ይጻፍሉ ፡ (ጸንተው ፡ ይኖራሉ) ።

አንቀጽ ፡ ፵፬ ወጀቱ ፡

በአንተ ፡ ርስት ።

አንቀጽ ፡ ፵፪

ሰለርሶት ፡ ይናገራል ።

፩ሺ፫፻፶ ወውእቱ ፡ ኀወቺቱ ፡ ምዕራፍ ። ምዕራፍ ፡ ቀዳማዊ ፡ በአንተ ፡ ዘይቀድም ፡ ገቢሮቱ ፡ ውስተ ፡ ጎድጎት ፡ ወውእቱ ፡ ዘይትረከብ ፡ እምንዋዩ ፡ ለዘሞተ ፡ ወእማራ ፡ ዕለታት ፡ እንተ ፡ ይትከሉ ፡ ቦቶን ፡ ወራሲያን ፡ እምነ ፡ ተጋሳሥያን ፡ በርስቶሙ ።

፩ሺ፫፻፶ ይኸውም ፡ ፲፫ ፡ ምዕራፍ ፡ ነው ። መጀመሪያ ፡ ምዕራፍ ፡ በመተው ፡ ሊያደርጉት ፡ ስለሚቀድመው ፡ ይናገራል ። ይኸውም ፡ ከሙት ፡ ገንዘብ የሚገኝ ፡ ነው ። ወራሾችም ፡ ርስታቸውን ፡ ከሚፈለጉት ፡ የሚከለክሉባቸውን ፡ ዕለታት ፡ ማመልከት ፡ ነው ።

፩ሺ፫፻፶ መከ ፡ ሷወጀቱ ፡ ያቅድሙ ፡ ሄጠ ፡ ግንዛቱ ፡ ወዓስበ ፡ እለ ፡ ይከርዩ ፡ ወሄጠ ፡ መቃብር ። ጠሰ ፡ ሷወጀቱ ፡ ወእስተዋዕለተ ፡ ግንዛቱ ፡ ወዘይተልዎ ፡ ለዝንቱ ፡ ሥርዓተ ፡ ቀርባን ፡ እመር ፡ ወነዋ ፡ ተነግረ ፡ በአንቀጽ ፡ ሙታን ።

፩ሺ፫፻፶ መከ ፡ ሷወጀቱ ፡ የመግነዙን ፡ ዋጋና ፡ የመቃብር ፡ ቆፋሪዎችን ፡ ደመወዝ ፡ የመቃብሩንም ፡ ዋጋ ፡ ያስቀድሙ ። ጠሰ ፡ ሷወጀቱ ፡ የሚወጣ ጣውና ፡ ይህን ፡ የሚከተለው ፡ የታወቀው ፡ የቀርባን ፡ ሥርዓት ፡ እነሆ ፡ በአንቀጽ ፡ ሙታን ተነግሯል ። (ፍ ፡ ነ ፡ ፯፻፺፮) ።

፩ሺ፫፻፶፩ ረስጣ ፡ ጅወጃቱ ፡ ሀቡ ፡ ለነጻያን ፡ እምጥሪ ታቲሁ ፡ ለዘሞተ ፡ ከመ ፡ ይኩኖ ፡ ተዘካሪ ፡ ለርእሱ ።

፩ሺ፫፻፶፩ ረስጣ ፡ ጅወጀቱ ፡ ለራሱ ፡ መታሰቢያ ፡ ይሆነው ፡ ዘንድ ፡ ከሞተው ፡ ለው ፡ ገንዘብ ፡ ለነጻያን ፡ ሰጡ ።

፩ሺ፫፻፶፪ ሥርዋጽ ፡ ዘሀሉ ፡ ውስተ ፡ ቀናናት ፡ ዘሐዋርያ ፡ ትእዛዝ ፡ ኢጥርሰ ፡ ወጳውሎስ ፡ ወያሰቆብ ፡ ወይመጽውቱ ፡ ለምስኪናን ፡ እምንዋዮሙ ፡ ለእለ ፡ ኖሙ ፡ እምእመናን ፡ ጎራን ፡ ወእኩ ፡ ዘከሐድያን ፡ እኩያን ፡ ወከማሁ ፡ ዘጅ ፡ ነበረ ፡ ውስተ ፡ ቀናናተ ፡ ነገሥት ፡ ይደልዎ ፡ ለዘበጽሐቶ ፡ ዕለተ ፡ ሞቱ ፡ ከመ ፡ የእዝዝ ፡ ለጽኑሳን ፡ እምንዋዮ ፡ ከመ ፡ ይኩን ፡ ሎቱ ፡ ዕሣት ፡ በዕለተ ፡ ፍዳ ፡ ወእይደልዎ ፡ ለብእሲ ፡ ዘእንበለ ፡ ዘእትረቦ ፡ እምጽድቅ ።

፩ሺ፫፻፶፪ ሥርዋጽ ፡ በሐዋርያት ፡ መጽሐፍ ፡ ያለ ፡ የኢጥርስና ፡ የጳውሎስ ፡ የያዕቆብም ፡ ትእዛዝ ፡ የከፋዎች ፡ ከሐዲዎችን ፡ ያይደለ ፡ ከደጋጎቹ ፡ ምእመናን ፡ ወገን ፡ ከሞቱት ፡ ሰዎች ፡ ገንዘብ ፡ ለደሆች ፡ ይመጽውቱ ። እንደዚሁም ፡ ፮ ። በፍትሐ ፡ ነገሥት ፡ ተጽፏል ። ዕለተ ፡ ሞቱ ፡ ለደረሰችበት ፡ ለው ፡ በፍርድ ፡ ቀን ፡ ዋጋ ፡ ይሆንለት ፡ ዘንድ ፡ ከገንዘቡ ፡ ለደሆች ፡ ሊያዝዝ ፡ ይገባዋል ። ከእውነት ፡ ወገን ፡ ያቀረበው ፡ ካልሆነ ፡ በቀር ፡ ለሰው ፡ እይገባውም ።

፩ሺ፫፻፶፫ መከ ፡ ዘጎኛጅቱ ፡ እምዝኒ ፡ ዘሀሉ ፡ ላሰለ ፡ ምዕት ፡ እምጸባሕት ፡ ወዕዳ ፡ ዘጀወጃወቺቱ ፡ ዘጀወጃቱ ፡ መጅ ፡ ኀወጀቱ ፡ ወእመስ ፡ ኮነ ፡ ንዋይ ፡ ዘንደገ ፡ ዘኢየሐክል ፡ ለራድዮ ፡ ልቃሕ ፡

፩ሺ፫፻፶፫ መከ ፡ ፺፭ ፡ ከግብርና ፡ ከዕዳ ፡ በመዋቲ ፡ ላይ ፡ ያለውም ፡ የሚከፈለው ፡ ከዚህ ፡ ነው ። ፻፳፫ ፡ ፻፳፭ ፡ መጅ ፡ ፲፪ ፡ የተወው ፡ ገንዘብ ፡ ብድር ፡ ለመከፈል ፡ የማይበቃ ፡ ቢሆን ፡ ግን ፡

አንቀጽ : ፵፪ =

ሰዕ : ፫ሰት =

ወለአመ : ኢንሥአ : ወራሲ : ኢይደልዎ :
 ፈደየ : ዕዳ : ወልቃሕ : ወአመሰ : ንሥአ :
 ኪያሃ : ይፍልጣ : ወይጽሐፍ : ኑልቄ : ዜአሃ :
 ወይክሥት : ለሰብአ : ልቃሕ : ምጣኔሃ : ወየ
 ሀብ : ለነሱ : ለለጅዱ : አምኔሆሙ : ዜሐሳዘ :
 ንዋዮሙ : ወአመሰ : ተወክላ : ወአስተዋሶአ :
 ኪያሃ : በውሃብ : ወበዘይመስሎ : አው :
 ኅብአ : ወአከሙተ : ኪያሃ : ፈቂዶ : ተግርቆ
 ቶሙ : ለሰብአ : ልቃሕ : በአንተ : ንዋዮሙ :
 ወአመ : ወዘሰሙ : መንፈቃ : ይይልዎ : ከመ :
 ይፍደዮሙ : ነሱ : ንዋዮሙ : አምድጎረ :
 ተጠየቀ : በሰማሶት : ጸድቃን : ወመትልወ :
 ዘንቱ : ዘሀሎ : ላዕለ : ምወት : አምነ : ዕዳ :
 አምላካዊ : ዘከመ : ብዕዓት : ወአምድጎረ :
 ዘንቱ : ይግበሩ : ትአዛዘ : ሕግ =

፩ሺ፪፻፲፱ ወናው : አቅደምን : ነገረ : በአንተ : አዛዘ :
 ከመ : ኢይደልዎ : ሎቱ : የአዝዝ : በትአዛዘ :
 ውስተ : ንዋዮ : በዘይፈይፍድ : እምነ : መን
 ፈቂ : ወራብዕተ : እደሙ : ለዘይመልኮ : ወይ
 ትርፍ : ትርብዕት : ለዘይደልዎ : ከመ : ይረሰ :
 አልቦቱ : ዘውስቱቱ : አዝዞ =

፩ሺ፪፻፲፭ ጠሰ : ዘጃወጅዱ : ዘጃወጅቱ : ወኢይደልዎ :
 ለመነሃ : ከመ : ይትኅማሞ : ለወራሲያኒው :
 ለዘሞተ : አው : ለሰብአ : ዜአው : አው : ለእስ :
 ተሐበይዎ : አምቅድመ : ፍጹሚ : ተሰዕ :
 መዋዕል : አንተ : ቦቶን : ይከውኑ : ኅዙናን =
 አው : ይሕሥሞሙ : በጅዱ : ገጽ : አምነጸት :
 አው : ይሰዶሙ : ኅዘ : መንበረ : ፍትሕ : ኢ :
 በምክንያተ : ልቃሕ : ወዕዳ : ዘሀሎ : ላዕለ :
 ዘአዕረፈ : ወኢ : በምክንያት : ካልአ : የአኅ
 ዞሙ =

፩ሺ፪፻፲፮ ወለአመ : ተኅዘለ : ጅዱ : አምቅድመ : ይፈ
 ጽሙ : ተሰዕ : መዋዕለ : ወአኅዞ : ለጅዱ : እም
 ኔሆሙ : አው : ገብረ : ላዕሌው : ኅይለ : በነ
 ሢአ : ንዋዮ : በምንትኔ : አው : በተሐብዮቱ :
 ዘንቱ : ብጡል : ውኦቱ : ወአምከመሰ : ተፈጸ
 መት : ዕድሜ : አንተ : ተወሰነት : ይደሱ :
 አንከ : ተጋአዞቶሙ : በዘይደሉ : በውስተ :
 ሕግ =

፩ሺ፪፻፲፯ ምዕራፍ : ዳግማዊ : በአንተ : ነገረ : ፍጹሚ :
 ዘየወይቅ : ትአዛዘ : ተዋርሶ : ወሥርዓተ :
 መዓርጋት : ዘወራሲያን = ተዋርሶስ : ኅዘ : ጅቱ :
 ይትኅረል : ጅዱ : አምኔሆሙ : ለዘተአዘዘ :

ወራሽም : ባይወሰድ : ዕዳውንና : ብድሩን :
 መክፈል : አይገባውም = አርሷን : ቢወሰድ :
 ግን : ለይቶ : ቊጥሯን : ይጸፍ = ለአበዳ
 ሪዎችም : ልኩን : ይግለጽ = ለሁሉም : ለእ
 ያንጻንጻቸው : በገንዘባቸው : ግምት : ይሰጥ =
 አርሷን : ተቀብሎ : በመሰጠትና : በሚመሰ
 ሰው : ቢያወጣጣት : ወይም : አበዳሪዎችን :
 ሰለገንዘባቸው : ባዶ : ሊያሰቀራቸው : ወድዶ :
 ቢሸሽግ : አርሷንም : ባይገልጽ : እኩሌታዋ
 ንም : ቢሰጣቸው : በእውነተኞች : ምስክሮች :
 ከተረጋገጠ : በኋላ : ገንዘባቸውን : ሁሉ : ሊከ
 ፍላቸው : ይገባዋል = አምላካዊ : ከሆነ : ዕዳ :
 ወገን : በመዋቲ : ላይ : ያሰው : ይህን : የሚከ
 ተል : ነው = ይኸውም : እንደ : ብዕለት : ያለ :
 ነው = ከዚህ : በኋላ : የሕጉን : ትአዛዝ : ያድርጉ

፩ሺ፪፻፲፱ አነሆ : ሰለ : አዛኾም : ከገንዘቡ : ከእኩሌ
 ታውና : ከአራተኛው : እጅ : በገንዘቡ ትእ
 ዛዝ : ያዝዝ : ዘንድ : እንዳይገባው : አስቀ
 ድመን : ተናግረናል = አራተኛው : እጅ :
 ሊወርስ : ለሚገባው : ሰው : ይቅር = በዚህ :
 ግዝዝ : የለም =

፩ሺ፪፻፲፭ ጠሰ : ጃ፩ = ጃ፯ = የሚቹን : ወራሾች :
 ወይም : ቤተ : ሰቦቹን : ወይም : ዋሶችን : እዘ
 ንተኞች : ከሚሆኑባቸው : ከ፱ : ቀናች : ፍጹሚ
 አስቀድሞ : ሊይዛቸው : ወይም : ከሥራ :
 በግናቸውም : ሥራ : ሊያሳዝናቸው : ወይም :
 በሚቹ ላይ : ባለ : ብድርና : ዕዳ : ምክንያት :
 ቢሆን : ወደ : ፍርድ : ሸንጎ : ሊወሰዳቸው :
 ወይም : በሌላ : ምክንያት : ሊይዛቸው : ለግ
 ንም : አይገባውም =

፩ሺ፪፻፲፮ ዘጠኙን : ቀን : ከመፈጸማቸው : አስቀድሞ :
 አንዱ : ተደፋፍሮ : ከእነርሱ : አንዱን : ቢይ
 ዘው : ወይም : በግናቸውም : ገንዘቡን : በመ
 ያዝ : ወይም : በዋስነቱ : በእርሱ ላይ : ኅይል :
 ቢያደርግ : ይህ : ፈራሽ : ነው = የተወሰነችው :
 ቀን : ከተፈጸመች : ግን : በሕግ : በሚገባ : እን
 ግዲህ : ሊከራከሩ : ይገባል =

፩ሺ፪፻፲፯ ሁለተኛው : ምዕራፍ = ያወራረሰን : ትእ
 ዛዝና : የወራሾችንም : የመዓርግ : ሥርዓት :
 ሰለሚያሰረዳ : ሰለመጨረሻው : ነገር : ይናገ
 ራል = አወራረሰ : ከሁለት : ይከፈላል = ከእነ

አንቀጽ ፡ ፵፪ ።

ሰለ ፡ ርስት ።

ሎቲ ፡ ትእዛዝ ፡ በክፍል ፡ እሙር ፡ ምስለ ፡ ወራ ፡ ስያን ። ወጥሎቁ ፡ ትእዛዛትኒ ፡ እምኔሁ ፡ ፩ቱ ።

ርሱ ፡ እንዲ ፡ በታወቀው ፡ ክፍል ፡ ከወራሾች ፡ ጋር ፡ ትእዛዝ ፡ ለታዘዘለት ፡ ነው ። ከእርሱም ፡ የትእዛዛቱ ፡ ቀጥር ፡ ፩ ፡ ነው ።

፩ሺ፫፻፲፰ ለብላሲት ፡ ይደለዋ ፡ ላቲ ፡ ምስለ ፡ ወራሲያኒሁ ለምታ ፡ መንፈቀ ፡ ንዋይ ፡ ለእመ ፡ ኢኮኑ ፡ ውሉዳ ፡ በተዓርዮታ ፡ ምስለ ፡ ፩ዱ ፡ እምው ሉድ ፡ ወበዕሪና ፡ ይንሥኡ ፡ ደቂቅ ፡ ወከማሁ ፡ ለብላሲኒ ፡ ምስለ ፡ ብላሲቱ ፡ ዝንቱ ፡ እማሬ ።

፩ሺ፫፻፲፰ ሚስት ፡ ልጆቿ ፡ ካልሆኑ ፡ ከባሏ ፡ ወራሾች ፡ ጋር ፡ የገንዘብ ፡ እኩሌታ ፡ ይገባታል ። ልጆቿ ፡ ቢሆኑ ፡ ግን ፡ ከልጆች ፡ እንደ ፡ እንዲ ፡ በትክክል ፡ ነው ። ልጆቻቸው ፡ በትክክል ፡ ይውሰዱ ። እንደዚሁም ፡ ለባል ፡ ከሚሰቱ ፡ ጋራ ፡ ይህ ፡ ለስተያየት ፡ ነው ።

፩ሺ፫፻፲፱ ለአጋወ ፡ ምዉት ፡ ሎሙ ፡ ምስለ ፡ እሙ ፡ ሃልስተ ፡ እድ ፡ ወግብረ ፡ ደቂቆሙ ፡ እምድጎ ፡ ሬሆሙ ፡ ምስሌሃ ፡ ጎቡረ ። ከማሁ ፡ እምኔወ ፡ ለዘሞተ ፡ ወእምዝ ፡ እምኔውቱ ፡ ዘእቡሁ ፡ ላቲ ፡ ምስለ ፡ አጋዊሁ ፡ ወአጋቲሁ ፡ ሃልስተ ፡ እድ ።

፩ሺ፫፻፲፱ ለግኝት ፡ ወንድሞችም ፡ ከእናቱ ፡ ጋራ ፡ የ ፡ አጅ ፡ ይገባቸዋል ። ከእነርሱም ፡ በኋላ ፡ ከእርሷ ፡ ጋራ ፡ በአንድነት ፡ የልጆች ፡ ግብር ፡ (አወራረስ፡) ነው ። የግኝት ፡ ወንድ ፡ እያቱም ፡ እንደዚሁ ፡ ነው ። ከዚህም ፡ በኋላ ፡ በአባቱ ፡ በኩል ፡ ሴት ፡ እያቱ ፡ ከወንድሞቹና ፡ ከእጎቶቹ ፡ ጋር ፡ የ ፡ አጅ ፡ ይገባታል ።

፩ሺ፫፻፳ ወካልእኒ ፡ ክፍል ፡ ረሰዩ ፡ ሎሙ ፡ ነሢእ ፡ ርስት ፡ ለአዝማድ ፡ ወለነገደ ፡ እብ ፡ ለእደው ፡ ወለእንስት ፡ እምቅድመ ፡ አዝማደ ፡ እም ። ወጥሎቆሙስ ፡ ይኩን ፡ በከመ ፡ ተሰነአወ ፡ ቦቱ ፡ ቀኖናት ፡ ዘነገሥት ፡ ወፍጻሜ ፡ እማሬ ። ወአሀሎ ፡ ዘኢተዘከረ ፡ በተኖናት ፡ በከመ ፡ ዘከሩ ፡ በውስቴቶን ፡ ጽወጀቱ ፡ መዓርጋት ።

፩ሺ፫፻፳ ጃኛውም ፡ ክፍል ፡ ርስት ፡ መቀበልን ፡ ከእናት ፡ ዘመዶች ፡ እስቀድሞ ፡ ለአባት ፡ ዘመዶችና ፡ ወገኖች ፡ ለወንዶችና ፡ ስሴቶችም ፡ አደረጉ ። ቀጥራቸው ፡ ግን ፡ የነገሥታት ፡ መጻሕፍት ፡ እንደተሰማሙበት ፡ ይሁን ። የማመልከቱ ፡ መጨረሻ ፡ ኻያ ፡ ሁለቱን ፡ መዓርጋት ፡ በውስጣቸው ፡ እንደተናገሩ ፡ መጠን ፡ በመጻሕፍት ፡ ያልተነገረ ፡ የለም ።

፩ሺ፫፻፳፩ መዓርግ ፡ ቀዳማዊ ፡ ውሉዳ ፡ ለምዉት ፡ እደው ፡ ወእንስት ፡ በዕሩይ ። ወዳግማዊ ፡ እደው ፡ ወእንስት ፡ በዕሩይ ፡ ለውሉዳ ፡ ውሉድ ተዛዕት ፡ በበመዓርጊሆሙ ፡ መዓርግ ፡ ድጎረ ፡ መዓርግ ። ወሃልስ ፡ እብ ።

፩ሺ፫፻፳፩ መጀመሪያ ፡ መዓርግ ፡ የሙት ፡ ልጆች ፡ ወንዶችና ፡ ሴቶች ፡ በትክክል ፡ ይውረሱ ። ሁለተኛ ወንዶችና ፡ ሴቶች ፡ በትክክል ። ለወንዶች ፡ የልጅ ፡ ልጆች ፡ በየመዓርጋቸው ። ከመዓርግ ፡ ቀጥሎ ፡ መዓርግ ።

፩ሺ፫፻፳፪ ወራብዕ ፡ ለፍጹማን ፡ አጋወ ፡ ምውት ፡ ወእጋቲሁ ፡ ወእሙ ፡ በዕሩይ ። ወጋምስ ፡ አጋወ ፡ ወእጋት ፡ እለ ፡ እምአብ ፡ ባሕቲቱ ። ወሳድስ ፡ አጋወ ፡ ወእጋት ፡ እለ ፡ እምእም ፡ ባሕቲታ ።

፩ሺ፫፻፳፪ ሦስተኛ ፡ አባት ፡ ነው ። እራተኛ ፡ የግቼ ፡ ፍጹማን ፡ የሆኑ ፡ ወንድሞቹና ፡ እጎቶቹ ፡ እናቱም ፡ በትክክል ፡ ይካፈሉ ። ለምስተኛ ፡ ከአባት ፡ ብቻ ፡ የሚወለዱ ፡ ወንድሞችና ፡ እጎቶች ። ስድስተኛ ፡ ከእናት ፡ ብቻ ፡ የሚወለዱ ፡ ወንድሞችና ፡ እጎቶች ።

፩ሺ፫፻፳፫ ወሳብዕ ፡ ተባላት ፡ ወእንስት ፡ እምውሉዳ ፡ አጋዊሁ ፡ ለዘሞተ ፡ በዕሩይ ። ወሳምን ፡ ተባላት ፡ ወእንስት ፡ እምውሉዳ ፡ ውሉዳሙ ፡ ተባላት ፡ በበመዓርጊሆሙ ፡ መዓርግ ፡ ድጎረ ፡ መዓርግ ።

፩ሺ፫፻፳፫ ስባተኛ ፡ ከግቼ ፡ ከወንድሞቹ ፡ ልጆች ፡ ወንዶችና ፡ ሴቶች ፡ በትክክል ፡ ይካፈሉ ። ስምንተኛ ፡ ከወንዶች ፡ የልጆቻቸው ፡ ልጆች ፡ ወንዶችና ፡ ሴቶች ፡ በየመዓርጋቸው ፡ ከመዓርግ ፡ ቀጥሎ ፡ መዓርግ ።

፩ሺ፫፻፳፬ ወታስዕ ፡ እብ ፡ እቡሁ ፡ ለዘሞተ ። ወዓሥር ፡ እመ ፡ እቡሁ ።

፩ሺ፫፻፳፬ ዘጠኝኛ ፡ የግቼ ፡ ያባቱ ፡ አባት ፡ (እያቱ) ፡ አሥረኛ ፡ የአባቱ ፡ እናት ፡ (ሴት ፡ እያቱ) ።

፩ሺ፫፻፳፭ ፲ወጃዱ ፡ አጋወ ፡ እብ ። ፲ወጀቱ ፡ ተባላት ፡

፩ሺ፫፻፳፭ ፲፩ኛ ፡ ያባት ፡ ወንድሞች ፡ ፲፪ተኛ ፡ ከአባት ፡

ወእንሱት : እምውሉዶ : እኃወ : አብ : በዕ
ሩዶ : በበመዓርገሆሙ : መዓርገ : ድኅረ : መዓ
ርግ ።

፩ሺ፫፻፳፮ ፲ወ፳፫ : ተባዕት : ወእንሱት : እምውሉዶ :
ለዋልዲሁ : ለዘሞተ : በዕሩዶ : በበመዓርገ
ሆሙ : መዓርገ : ድኅረ : መዓርገ ። ፲ወ፳፫ :
ተባዕት : ወእንሱት : እምውሉዶ : እኃተሁ :
ለመዋቲ : በዕሩዶ : በበመዓርገሆሙ : መዓርገ
ድኅረ : መዓርገ ። ፲ወ፳፫ : ተባዕት : ወእን
ሱት : እምውሉዶ : ውሉዶ : እኃተሁ : በዕሩዶ :
በበመዓርገሆሙ : መዓርገ : ድኅረ : መዓርገ ።

፩ሺ፫፻፳፮ ፲ወ፳፫ : ተባዕት : ወእንሱት : እምውሉዶ :
ውሉዶሙ : ለእኃወ : ለቡሁ : በበመዓርገ
ሆሙ : መዓርገ : ድኅረ : መዓርገ ።

፩ሺ፫፻፳፮ ፲ወ፳፫ : እኃተ : ለቡሁ : ለዘሞተ : ወው
ሉዶን : ተባዕት : ወእንሱት : በዕሩዶ : በበመዓ
ርገሆሙ : መዓርገ : ድኅረ : መዓርገ ።

፩ሺ፫፻፳፱ ፲ወ፳፫ : ለበ : ለሙ : ለዘሞተ ። ፲ወ፳፫ :
እማ : ለእሙ ።

፩ሺ፫፻፴ ፳ : እኃወ : ለሙ : ለዘሞተ : ተባዕት : ወእን
ሱት : እምውሉዶሙ : በዕሩዶ : በበመዓርገሙ :
መዓርገ : እምድኅረ : መዓርገ ። ፳ወ፩ዱ :
እኃተ : ለሙ : ለዘሞተ : ተባዕት : ወእንሱት :
እምውሉዶሙ : በዕሩዶ : በበመዓርገሆሙ :
መዓርገ : እምድኅረ : መዓርገ ።

፩ሺ፫፻፴፩ ፳ወ፩፫ : ለበወ : እምኔዋን : ወእምድኅራ
ሆሙ : ቅሩባን : ለዝማድ : ወርኑቃን : ለዝ
ማድ : ለበመ : ተዋርሶ : ሥሩዕ : ከመ : ይረሰ።
ቅሩባን : ለዝማድ : ወርኑቃን : ለዝማድ ።

፩ሺ፫፻፴፪ ወእትድሙ : መዓርገ : ውሉዶ : ለዘሞተ :
ወውሉዶሙ : እመዓርገ : ለቡሁ ። ወዓዲ : ለቅ
ድሙ : ዘመደ : ለብ : እምለዝማደ : እም :
ወከመ : ይረሰ። ተባዕት : እምቅድመ : እን
ሱት : በውስተ : መዓርገ : እኃወ : አብ : ወእ
ኃወ : እም : ወእምኔው ። ወከመ : ይትዕረዩ :
እለ : ዝኩራን : ተባዕት : ወእንሱት : ወይረሰ።
እለ : ፍጹማን : እምእኃው : እምቅድመ : እለ :
እኮኑ : ፍጹማን ።

፩ሺ፫፻፴፫ ወከሉ : መዓርገ : እምን : እለ : መዓርገት :
እለ : እሙራት : ወሥሩዓት : ዘእቅደምን : ዘከ
ሮቶሙ : ከመ : እይረሰ : ፩ዱሂ : ምስሌሆሙ :
እምእለ : ይከክርዎሙ : ድኅረ : ዘእንበለ : ዘዐ

ወንድሞች : ልጆች : ወንዶችና : ሴቶች : በት
ከከለ : በየመዓርጋቸው ። ከመዓርገ : ቀጥሎ :
መዓርገ ።

፩ሺ፫፻፳፯ ፲፫ተኛ : ከሟቹ : የሴቶች : ልጆቹ : ልጆች :
ወንዶችና : ሴቶች : በትከከለ : በየመዓርጋ
ቸው ። ከመዓርገ : ቀጥሎ : መዓርገ ። ፲፫ተኛ :
ከሟቹ : የእንቶቹ : ልጆች : ወንዶችና : ሴቶ
ችም : በትከከለ : በየመዓርጋቸው ። ከመዓርገ :
ቀጥሎ : መዓርገ ። ፲፩ተኛ : ከእንቶቹ : የልጅ :
ልጆች : ወንዶችና : ሴቶች : በትከከለ : በየመ
ዓርጋቸው : ከመዓርገ : ቀጥሎ : መዓርገ ።

፩ሺ፫፻፳፮ ፲፪ተኛ : ከአባቱ : ወንድሞች : የልጅ :
ልጆች : ወንዶችና : ሴቶች : በየመዓርጋቸው :
ከመዓርገ : ቀጥሎ : መዓርገ ።

፩ሺ፫፻፳፰ ፲፮ተኛ : የሟቹ : የአባቱ : እንቶች : ልጅ
ቻቸውም : ወንዶችና : ሴቶች : በትከከለ :
በየመዓርጋቸው ። ከመዓርገ : ቀጥሎ : መዓርገ።

፩ሺ፫፻፳፱ ፲፰ተኛ : የሟች : የእናቱ : አባት : ፲፱ኛ :
የአናቱ : እናት ።

፩ሺ፫፻፴ ፳ኛ : የሟች : የእናቱ : ወንድሞች : ከልጆቻ
ቸው : ወንዶችና : ሴቶች : በትከከለ : በየመ
ዓርጋቸው : ከመዓርገ : ቀጥሎ : መዓርገ ።
፳፩ኛ : የሟች : የእናቱ : እንቶች : ከልጆቻቸው
ወንዶችና : ሴቶች : በትከከለ : በየመዓርጋ
ቸው ። ከመዓርገ : ቀጥሎ : መዓርገ ።

፩ሺ፫፻፴፩ ፳፪ኛ : ያዮቶች : አዛቶች : (ቀድመ : እያ
ቶች) : ከእንርሱም : በኋላ : የቅርብ : ዘመዶ
ችና : የሩቅ : ዘመዶች ። የቅርብ : ዘመዶችና :
የሩቅ : ዘመዶች : እንዲወርሱ : እውራረብ :
ታዝዟልና ።

፩ሺ፫፻፴፪ የሟችን : የልጆቹንና : የልጆቻቸውን : መዓ
ርገ : ከአባት : መዓርገ : ለበቀድሙ ። ዳግመ
ኛም : ከአናት : ዘመዶች : የአባትን : ዘመዶች :
ለበቀድሙ ። በአባት : ወንድሞችና : በእናት :
ወንድሞች : በእያትም : መዓርገ : ወንዶች :
ከሴቶች : ቀድመው : ይወርሱ : ዘንድ : የተጠ
ቀሱትም : ወንዶችና : ሴቶች : ይተካከሉ :
ዘንድ : ፍጹማን ካልሆኑት : ለበቀድመው :
ከወንድሞች : ፍጹማን : የሆኑት : ይውረሱ ።

፩ሺ፫፻፴፫ ነገራቸውን : ካስቀደምነው : ከታዘዙትና :
ከታወቁት : መዓርጋት : ወገን : መዓርገ : ሁሉ :
ኋላ : ከሟናገራቸው : አንዱብ : ለገሣ : ከአን
ርሱ : ጋር : እንዳይወርሱ ። በእንርሱ : ጋር : ትእ

ለም : ትእዛዝ : ምስሊዎሙ = ወእመቦ : ዙተ
ፈልጠ : እምነ : አሉ : ወራስያን : ይረስ :
ነሱ : ንዋዮ : ለዘአውረስ : ነሱንታዎ = ወእመ
ተንበረ : ምስለ : አሉ : ትእዛዝ : ይንግእ : ዙተ
ርፈ : እምድጎረ : ትእዛዝ =

፩ሺ፫፻፴፬ ምዕራፍ : ፫ተ = በአንተ : ዘይመርስ : ብእሲ :
እምብእሲቱ : ወብእሲት : እምብእሲሃ = ጠም
ክንያተ : ቀዳምስ : ዘነን : ለብእሲ : ወብእሲት
በውስተ : ርስት : እስመ : አሙንቱ : ይከውኑ :
ጥንተ : ለካልአኒዎሙ : በተሳትፎቶሙ : በሕገ
ተዋስቦ = አስመ : በተዋስቦ : ይትዋሉዱ :
ውሉድ : ወይሰመዩ : ወላድያን : አበወ : ወበተ
ዋሰቦ : ይከውኑ : ፩ደ : ሥጋ : በከመ : ይብ :
እግዚአብሔር : ወሰ፩ዱ : እምእሉ : ይይልም :
ንዋዮ : ካልአ =

፩ሺ፫፻፴፭ ሥርዋጽ : ይትወወት : ከመ : አ : እምእበው
ወአ : እምነዋት : ወአ : እምውሉድ : ወውሉ
ይሙ : ወአ : እምኢሙ : ወአጎወ : አብ :
ወአጎወ : እም : ወውሉድ : ገዘራጎን =

፩ሺ፫፻፴፮ ጠስ : ፴ : ወለእመ : ሞተ : ብእሲ : አው :
ብእሲት : ዘእንበለ : የአዝዞ : ጸሐፊሙ : ወአ
ልቦሙ : ወራሲ : ጠባዮንዊ : አ : እምነ : ዘይ
ትሉዓሉ : ወአ : እምነ : ዘይተሐቱ : ወአ :
እምገዘዋት : አስመ : ብእሲ : አሜሃ : ይቀ
ውም : ላሰለ : ነሱ : ርስተ : ብእሲቱ : ወከ
ማው : ይይሉ : ብእሲትኒ : ትቱም : ላሰለ :
ርስተ : ምታ =

፩ሺ፫፻፵፯ ጠበፍጽሜ : ጉባኤዎ : ይብ : ሊቀ : ጳጳ
ሳት : አባ : ገብርኤል : ለእመ : ቦቱ : ብእሲት :
ወላቱ : ወሉድ : ትትጉሉቀኑ : ከመ : ፩ዱ :
እምነዎሙ : በከመ : ይብ : ዲድስቅልያ : ዘዙ :
ለድክቱማን : ንዋዮ : አበዋዎሙ : ወለመበለ
ታት : ንዋዮ : እምታተያን = ወዝንቱ : ቃል :
ይነግር : ከመ : የዘቡ : ርስቶ : ለዘሞተ : ለው
ሉዱ : ወለብእሲቱ = ወለእመ : አፈለጠ : ከመ :
የዘቡ : ለለ፩ዱ : በስሙ : ወነሱሙ : ዕሩያን :
ይኩኑ =

፩ሺ፫፻፵፰ ወዓዲ : ልማድ : ለእመ : ሞተ : ፩ዱ : እም
፪አዎሙ : ውሱባን : ውጎደገ : ወራስያን : ካል
አን : ዘእንበለ : ብእሲቱ : እንዘ : አልቦቱ :
ውሉድ : ወራስያን : ይኩን : መንፈቀ : ንዋዮ :
ዘንደገ : ለብእሲቱ : ወካልአ : መንፈቅ : ለእሲ :

ዛዝ : ያለው : ካልሆነ : በቀር = ከእነዚህ : ወራ
ሾች : የተለየ : ቢኖር : ያውራሹን : መላውን :
ገንዘብ : ይውረስ = ከእነዚህ : ጋራ : ትእዛዝ :
በተባበር : ከትእዛዝ : በኋላ : የቀረውን : ይው
ሰድ =

፩ሺ፫፻፵፱ ሦስተኛው : ምዕራፍ = ባል : ከሚሰቱ : ሰለ
ሚወርስ : ሴትም : ከባሏ : ሰለምትወርስ : ይና
ገራል = በአወራረስ : ጊዜ : ለባልና : ሚስት :
የሆነው : የመቅደም : ምክንያትስ : እነርሱ :
በጋብቻ : ሥርዓት : አንድ : በመሆናቸው :
ለሌሎች : ጥንት : ሰለሚሆኑ : ነው = በጋብቻ :
ልጆች : ይወለዳሉ : ወላጆችም : አባቶች : ይባ
ሳሉና = እግዚአብሔርም : እንደተናገረ : አንድ :
አካል : ይሆናሉ = (ዘፍ : ፪ : ፳፬) : ከእሊዘ :
ለአንዱ : የሌላው : ገንዘብ : ይገባዋል =

፩ሺ፫፻፵፭ ሥርዋጽ = ከአባቶችና : አያቶች : ዘልጆችና :
ከልጆቻቸው : ከወንድሞችና : ከአባት : ወን
ድሞች : ከእናትም : ወንድሞች : ከተጠሩትም :
ልጆች : እንዳልሆነ : ይታወቃል =

፩ሺ፫፻፵፮ ጠስ : ፴ = ባል : ወይም : ሚስት : ጽፈው :
ሳያዘዙ : ቢሞቱ : ወራሽ : የባሕርይ : ልጅ :
ባይኖራቸው : ወደላይ : ካሉም : ቢሆን :
(እናት : አባት : አያት) : ወደታች : ካሉም :
ቢሆን : (ልጅ : የልጅ : ልጅ) : ወደጎን : ካሉም :
ቢሆን : (እጎት : ወንድም) : ባል : ነውና : ያን
ጊዜ : በሚሰቱ : ርስት : ሁሉ : ላይ : ይተካል =
እንደዚሁም : ሚስት : በባሏ : ርስት : ላይ :
ትተካ =

፩ሺ፫፻፵፯ ሊተ : ጳጳሳት : አባ : ገብርኤል : በመጽሐፉ :
መጨረሻ : እንዲህ : አለ = ሚስት : ብትኖረው :
ልጆችም : ቢኖሯት : ከእነርሱ : እንደ : እንዱ :
ትቁጠር : ብሏል = ዲድስቅልያ : ለድጎን : አይ
ነች : ያባቶቻቸውን : ገንዘብ : ባሎቻቸው : ለሞ
ቱባቸውም : የባሎቻቸውን : ገንዘብ : ስጡ :
እንዳለ : ይዘ : ቃል : የሚችን : ርስት : ለልጆ
ቸና : ለሚሰቱ : እንዲሰጡ : ይናገራል = ለያን
ንዳንዱ : ይሰጡ : ዘንድ : ስሙን : ባይለይ :
ሁሉም : ትክክል : ይሁኑ =

፩ሺ፫፻፵፰ ዳግመኛም : ልማድ : አለ = ከሁለቱ : ከባ
ልና : ከሚሰት : እንዱ : ቢሞት : ከሚሰቱ :
በቀር : ሌሎች : ወራሾችን : በተው : የሚወ
ርሱ : ልጆች : ሳይኖሩት : የተወው : የገንዘቡ :
እኩሌታ : ለሚሰቱ : ይሁን = ሁለተኛው : እኩ

አንቀጽ ፡ ፵፪ ፡

ሰፊ ፡ ርስት ፡

ይደልጋሙ ፡ ይረሰዎ ፡ ለዘሞተ ፡ ወዝንቱ ፡ የኅ ብር ፡ ካሰበ ፡ ምስለ ፡ ዘተነግረ ።

ሌታ ፡ ሚቹን ፡ ሊወርሱት ፡ ለሚገባቸው ፡ ሰዎች ፡ ይሁን ። ይህ ፡ ዳግመኛ ፡ ከተነገረው ፡ ጋር ፡ ይተባበራል ።

፩ሺ፫፻፵፱ መካ ፡ ሄወ፩ዱ ፡ ወለእለ ፡ የሐፅዩ ፡ አመቦ ፡ ብእሲ ፡ ዘሐፀዩ ፡ ብእሲተ ፡ ሠሞተ ፡ ዘእንበሰ ፡ ያውሰባ ፡ ይኩን ፡ ላቲ ፡ መንፈቀ ፡ ንዋይ ፡ ዘወ ወዛ ፡ ወለእዝማዲሁ ፡ መንፈቅ ።

፩ሺ፫፻፵፱ መካ ፡ ፶፩ ፡ ለሚያጨ፡ ሰዎች ፡ ሚስት ፡ ያጨ ፡ ሰው ፡ ቢኖር ፡ ሳያገባትም ፡ ቢሞት ፡ ከሰ ጣት ፡ ገንዘብ ፡ እኩሌታው ፡ ለእርሷ ፡ እኩሌ ታውም ፡ ለዘመዶቹ ፡ ይሁን ። ያለ ፡ እርሷ ፡ ወራሽ ፡ ባይኖረው ፡ ግን ፡ መላው ፡ ለእርሷ ፡ ይሁን ።

፩ሺ፫፻፶፱ ወለእመሰ ፡ አልቦቱ ፡ ወራሲ ፡ ዘእንበሌሃ ፡ ይኩን ፡ ላቲ ፡ ነሉንታሁ ። ወበፍጻሜ ፡ ጉዛ ኤሁ ፡ ካልእ ፡ ይቤ ፡ ሊቀ ፡ ጳጳሳት ፡ አባ ፡ ገብር ኤል ፡ ዝንቱ ፡ ነሉ ፡ ፍትሕ ፡ ወአምሳል ፡ ይት ራጸም ፡ ከመ ፡ ይኩን ፡ ሥርዓተ ፡ ፩ዱ ፡ እምኒ ሆሙ ፡ በከመ ፡ ሥርዓተ ፡ ካልእ ፡ ሎቱ ፡ በከመ ይቤሎ ፡ እግዚአብሔር ፡ ለብእሲ ፡ ንግበር ፡ ሎቱ ፡ በጸ ፡ ዘይረድኦ ፡ ወበብሃሎቱ ፡ ዓዲ ፡ ከመ ፡ እሙንቱ ፡ ይከሙኑ ፡ ፩ደ ፡ ሥጋ ፡ ወእኮ ፡ ጀተ ። ወይኩንኬ ፡ ለብእሲኒ ፡ እምነ ፡ ብእሲቱ ፡ በከመ ፡ ተሠርዐ ፡ ላቲ ፡ እምኒሁ ፡ መንፈቀ ፡ ንዋይ ፡ ምስለ ፡ እዝማዲሁ ፡ ካልእን ፡ ዘእን በለ ፡ ውሉዱ ፡ ወሰሪና ፡ ለሰ፩ዱ ፡ እምውሉዱ ፡ ወነሎሚ ፡ ምስለ ፡ ተኃዋእተ ፡ ነሎሙ ።

፩ሺ፫፻፶፱ ሊቀ ፡ ጳጳሳት ፡ አባ ፡ ገብርኤል ፡ በሁለተኛው ፡ መጽሐፉ ፡ መጨረሻ ፡ እንዲህ ፡ እለ ። ይህ ፡ ሁሉ ፡ ፍርድና ፡ ምሳሌ ፡ ከእነሱ ፡ ያንዱ ፡ ሥር ዓት ፡ እንደ ፡ ሁለተኛው ፡ ሥርዓት ፡ እንዲሆን ፡ ይፈጸማል ። እግዚአብሔር ፡ ሰውን ፡ የምትረ ዳው ፡ ዓደኛ ፡ እንፍጠርለት ፡ እንዳለው ፡ ዳግ መኛም ፡ እነርሱ ፡ እንድ ፡ አካል ፡ እንደሚሆኑ ፡ ሁለትም ፡ እንዳይደሉ ፡ በማለቱ ። (ዘፍ ፡ ፪ ፡ ፲፰) ያለ ፡ ልጆቹ ፡ ከሌሎች ፡ ዘመዶቹ ፡ ጋራ ፡ የገን ዘቡ ፡ እኩሌታ ፡ ከእርሱ ፡ ለእርሱዋ ፡ እንደታ ዘዘ ፡ ለባልም ፡ ከሚስቱ ፡ ገንዘብ ፡ ይሁን ። ከልጆቹም ፡ ለእያንዳንዱ ፡ መተካከል ፡ ይገ ባል ። ሁሉም ፡ ከታጡ ፡ ሁሉን ፡ ይውረስ ።

፩ሺ፫፻፵፩ ወለእመሰ ፡ ማእከል ፡ ብእሲ ፡ ወብእሲቱ ፡ ዘሎ ፡ ግብረ ፡ ተዘምዶ ፡ ይኩን ፡ ሥርዓተ ፡ ምጣኔ ፡ ከመ ፡ ይረስ ፡ ነሉ ፡ ለሰ፩ዱ ፡ እምካ ልኡ ፡ ጀተ ፡ ከፍለ ፡ ፩ዱ ፡ ዘተዋሰቦ ፡ ወካልኡ ፡ ዘተዘምዶ ።

፩ሺ፫፻፵፩ በባልና ፡ በሚስት ፡ መካከል ፡ የዝምድና ፡ ሥርዓት ፡ ቢኖር ፡ ሁሉም ፡ እያንዳንዱ ፡ ከሌ ላው ፡ ሁለት ፡ ዕጣ ፡ ይወርስ ፡ ዘንድ ፡ ልክ ፡ ያለው ፡ ሥርዓት ፡ ይሁን ። አንዱ ፡ የጋብቻ ፡ አንዱ ፡ የተዘምዶ ፡ ነው ።

፩ሺ፫፻፵፪ ወበምሰራፍ ፡ ዘሕገ ፡ ተዋሰቦ ፡ ሀሎ ፡ ቀኖና ፡ ካልእ ። ወውእቱ ፡ መካ ፡ ሄወ፩ዱ ፡ ወእመ ፡ ሞተ ፡ ምታ ፡ ይኩን ፡ ላቲ ፡ ነሉ ፡ ትሎታ ፡ ወመንፈቀ ፡ ሕዓሃ ፡ ወእመኒ ፡ ሞተት ፡ ብእ ሲቱ ፡ ወተርፈ ፡ ምታ ፡ ወባቲ ፡ ለብእሲት ፡ ውሉድ ፡ እምኒሁ ፡ አው ፡ አመ ፡ እልባቲ ፡ ይኩን ፡ ሎቱ ፡ ነሉ ፡ ሕዓሃ ፡ ወመንፈቀ ፡ ትል ወታ ፡ ዘእምጽኦት ፡ ኅበሁ ።

፩ሺ፫፻፵፪ በጋብቻ ፡ ሥርዓት ፡ ምሰራፍ ፡ ሌላ ፡ ትእዛዝ ፡ እለ ። ይኸውም ፡ መካ ፡ ፶፩ ። ባልዋ ፡ ቢሞት ፡ ትልወቷ ፡ ሁሉና ፡ የማጫዋ ፡ እኩሌታ ፡ ለእርሷ ይሁን ። ሚስቱም ፡ ሞታ ፡ ባልዋ ፡ ቢቀር ፡ ለሚስቱ ፡ ከእርሱ ፡ ልጆች ፡ ቢኖሯት ፡ ወይም ፡ ባይኖሯት ፡ ማጫዋ ፡ ሁሉና ፡ ወደእርሱ ፡ ይዛው የመጣቸው ፡ የትልወቷ ፡ እኩሌታ ፡ ለእርሱ ፡ ይሁን ።

፩ሺ፫፻፵፫ ዘዋወህቱ ፡ ወለእመኒ ፡ ሞተ ፡ ብእሲ ፡ ወአል ባቲ ፡ ለብእሲቱ ፡ ወልድ ፡ እምኒሁ ፡ ይኩን ፡ ላቲ ፡ ትልወታ ፡ ወመንፈቀ ፡ ሕዓሃ ። አመሰ ፡ ትልወታ ፡ በልዩ ፡ ውንልቀ ፡ ይደልዋ ፡ ላቲ ፡ ሚጠ ፡ አሉ ፡ አልባስ ፡ ዘእምጽኦቶሙ ፡ ምስ ሌሃ ፡ በከመ ፡ ጊዜ ፡ ዘቦቱ ፡ መጽእት ፡ ለቢባ ፡ ኪያሆሙ ። ወለእመ ፡ ኢተርፈ ፡ እምኒሁ ፡ ይት

፩ሺ፫፻፵፫ ዋህ ። ባል ፡ ቢሞት ፡ ለሚስቱ ፡ ከእርሱ ፡ ልጅ ባይኖራት ፡ ትልወቷና ፡ የማጫዋ ፡ እኩሌታ ፡ ለእርሷ ፡ ይሁን ። ትልወቷ ። ቢያረጅና ፡ ቢያ ልቅ ፡ ለብላቸው ፡ እንደመጣችበት ፡ ጊዜ ፡ ከእ ርሷ ፡ ጋራ ፡ ያመጣቸው ፡ የአሊያ ፡ ልብሶች ፡ ዋጋ ፡ ለእርሷ ፡ ይገባታል ። ከእርሱ ፡ ባይቀር ፡ የዋ ጋውን ፡ ልክ ፡ የሚያመለክት ፡ ያብዳበ ፡ ይታይ ።

አንቀጽ : ፵፪ ።

ሰለ : ርሰት ።

ረአይ : ከታብ : ዘይኤምር : ምጣኔ : ሄጠ :
ዘእሁ : ይትወወቅ : ሄጡ : እመጽሐፍ : እንተ :
ይከውን : ማእከሌሆሙ : ወዘወደይዎ : በጎ
ብር : ዘሰውቅ : ሄጡ : ወከማሁ : ካልእንገ :
ዘእምጽአት ።

በመካከላቸው : ከሚሆነው : መጽሐፍ :
ዋጋጫ : የታወቀ : በቀለም : ያገቡትም : ያመ
ጣቻቸው : ሌሎችም : እንደዚሁ : ነው ።

፩ሺ፫፻፵፩ ወለእመ : ኮኑ : በትልወታ : እግብርት : ወእ
እማት : እመ : ሕያዋን : እሙንቱ : ትንሥ
እሙ : ወለእመ : ተሠይሙ : ትንሣእ : ሄጠሙ
ወለእመሰ : ሞቱ : ኢይደልዋ : ላቲ : ከመ :
ትንሣእ : ሄጠሙ : ወኢቤዛሆሙ : እሰመ :
መዋትያን : እሙንቱ : በጠባይዲሆሙ : ወለ
እመ : ወለዱ : እግብርት : ወእእማት : ሙን
ፈቀ : ውሉዶሙ : ይኩን : ሳቲ : ወመንፈቆሙ :
ለወራሰያን : ምታ ።

፩ሺ፫፻፵፪ በትልወታ : ወንዶችና : ሴቶች : ባሮች : ቢሆ
ኑ : እነርሱም : ቢኖሩ : ትውሰዳቸው ። ተሸ
ጠውም : እንደሆነ : ዋጋቸውን : ጥቅውሰድ ።
ቢሞቱ : ግን : ዋጋቸውን : ወይም : ምትካቸ
ውን : ልትቀበል : እይገባትም ። በተፈጥሮአ
ቸው : ሚቸች : ናቸውና ። ወንዶች : ባሮችና :
ሴቶች : ባሮች : ቢወልዱ : የልጆቻቸው : እኩ
ሴቶች : ለእርሷ : እኩሴቶቹ : ለባልዋ : ወራ
ሾች : ይሁኑ ።

፩ሺ፫፻፵፫ ወከማሁ : ለእመ : እምጽአት : ምሰሌሃ :
መርዓቲ : እግባዕ : እው : እልሕምተ : እው :
እምእንሰሳ : ወላድያን : እመ : ኮኑ : ህልዋን :
ወኢረብኑ : ይኩኑ : ለብእሲት : ወእመ :
ረብኑ : ትንሣእ : መንፈቀ : ረባኖሙ : ወእመ
ሞቱ : ትንሣእ : ከማሁ : መንፈቀ : ረባጎ : ወበ
እምሳለ : ዝ : ይኩን : ፍትሐ : እንዘብት : ወዘ
ይመሰሉ ። ለዝንቱ ።

፩ሺ፫፻፵፬ እንደዚህከውም : የበግ : መንጋ : ወይም :
ላሞች : ወይም : ከሚወልዱ : እንሰሰች : ወገን :
ከእርሱዋ : ጋራ : ብታመጣ : ያሉ : ቢሆኑ :
ራሳቸው : ባይራቡ : ለሚሰቱ : ይሁኑ ። ቢራቡ
የርቢያቸውን : እኩሴታ : ትውሰድ : ቢሞቱም :
እንዲሁ : የርቢውን : እኩሴታ : ትውሰድ ። የን
ቦችም : ፍርድና : ይህን : የመሰለው : በዚህ :
እምሳል : ይሁን ።

፩ሺ፫፻፵፭ ሥርዋጽ : ዘነገሥት : ዘክ : መንፈቀ : ረባጎ :
ሰብእሲ : እሰመ : መዛልዕታ : ኮኑት : እምንዋይ
ወለእመ : ሞተ : ፩ዱ : እምፈንርያን : ትድመ :
እውሰቦቱ : ናሁ : ተነግረ : ፍትሐ : በክፍል :
ዳግማዊ : እምእንቀጽ : እውሰቦ : በእንተ : እረ
ዘን : ዘፈንርያን ።

፩ሺ፫፻፵፮ ሥርዋጽ ። ፍትሐ : ነገሥት : ፳ ። የርቢው :
እኩሴታ : ለባል : ይገባል ። መብሏ : ከገንዘቡ :
ሰለሆነ : ነው ። ከተጫወት : ሰዎች : አንዱ :
ከግግባቱ : በፈት : ቢሞት : ስለሚተጫወ :
ሰዎች : ዓረቦን : ከሚናገረው : የጋብቻ : እን
ቀጽ : በሁለተኛው : ክፍል : እነሆ : ፍርዱ :
ተነግራል ።

፩ሺ፫፻፵፯ ምዕራፍ : ራብሰ : ዘይነግር : ሥርዓተ : ተዋ
ርሰ : ወዘቱ : ጅቱ : መዓርጎት ። መዓርግ : ቀዳ
ማዊ : በእንተ : ዘይወርሱ : ውሉድ : እምእበ
ዊሆሙ : ወዝንቱ : ውእቱ : ቀዳማዊ : መዓ
ርግ : ዘወራሰያን ። ምክንያተ : ቀዳሞቶሙሰ :
ሰውሉደ : ምጫት : ለወራሰቱ : እምወላድያ
ኒሁ : እሰመ : እበው : እሙንቱ : ምክንያተ :
ምጽእቶሙ : ሰውሉዶሙ : ወምክንያተ : ተረ
ከቦቶሙ : ወይደሉ : ከመ : ይኩን : ምክንያተ :
በቀጥታት : ዘንቱ : ከዊን : ተረክቦቶሙ : ወዝ
ንቱ : ይከውን : በንዋይ ።

፩ሺ፫፻፵፰ ፬ኛው : ምዕራፍ ። የወራረሰን : ሥርዓት :
የሚናገር : ነው ። ሁለት : መዓርጎች : አሉት ።
መጀመሪያው : መዓርግ : ልጆች : ከእባቶቻ
ቸው : ስለሚወርሱ : ይናገራል ። የወራሾች :
እንደኛ : መዓርግ : ይህ : ነው ። የሙት : ልጆች
ከወላጆቹ : እርሱን : ለመውረስ : የመቅደማ
ቸው : ምክንያትሰ : አባቶቶ : ለልጆቻቸው :
የመምጣታቸው : ምክንያትና : የመገኘታቸው :
ምክንያት : ስለሆኑ : ነው ። ይህ : መገኛ : መሆ
ናቸው : ጥቅም : ያለበት : ምክንያት : ሲሆን :
ይገባል ። ይኸውም : በገንዘብ : ይሆናል ።

፩ሺ፫፻፵፱ ወዓዲ : እሰመ : ውሉድ : ተወካዮያን : ሕይ
ወት : ይሴራውዋ : ለሐይው : ወእምኒዋኒ
ሆሙ : ቅሩባን : ለተፈልጦ : እምኔሃ : ወበንዋ

፩ሺ፫፻፵፱ ዳግመኛ : ልጆች : ኑርን : የሚቀበሉ : ናቸ
ውና : መኖርን : ተሰፋ : ያደርጋታል ። እያቶች :
ግን : ከእርሷ : ለመለየት : የተቃረቡ : ናቸው ።

አንቀጽ ፡ ፵፪ ።

ሰለ ፡ ርስት ።

ይኒ ፡ ትቀውም ፡ ሕይወት ፡ ምስለ ፡ በቀጭታ ።
ለደብቅኒ ፡ እንከ ፡ ይደልምሙ ፡ ነግሉ ፡ ንዋይ ፡
አምነ ፡ እምኔዋኒሆሙ ። ወበእንተ ፡ ዝንቱ ፡
ከዊን ፡ ተዋርሶ ፡ ይወርድ ፡ እምላዕሎ ፡ ኅበ ፡
ታሕቱ ፡ ወኢይገብዕ ፡ እምታሕቱ ፡ ኅበ ፡ ላዕሎ
ዳእሙ ፡ ለእመ ፡ ተነጥኦ ፡ ዘይቱሕት ፡ እም
ኔሁ ፡ ወኢሀለወ ፡ ከመዝ ፡ በኅልፈተ ፡ ዘመን ።

፩ሺ፫፻፵፱ ሥርዋጽ ፡ ይትወወቅ ፡ እስመ ፡ ፍትሐ ፡ ዐበ
ይት ፡ ፍጥረታዊ ፡ አስመ ፡ ዐበይት ፡ ይመውቱ ፡
አምቅድመ ፡ ንኡሳን ፡ በሕይወቶሙ ። ወካ
ዕበ ፡ ዝክረ ፡ አበው ፡ ይተርፍ ፡ በውሉደሙ ፡
ለአበዋሆሙ ፡ ወእመንቱ ፡ ይደሉ ፡ ከመ ፡ ይረ
ሰምሙ ፡ ወምክንያተ ፡ ተዋርሶታ ፡ ለወለት ፡
ከመ ፡ ወልድ ፡ ኮነ ፡ በሐዲስ ፡ ሕግ ፡ ወኣኮ ፡
በብሉይ ፡ በከመ ፡ ይበ ፡ ጳውሎስ ፡ ሐዋርያ ፡
አስመ ፡ ብእሲ ፡ ወብእሲት ፡ ፩ዱ ፡ እመንቱ ፡
በክርስቶስ ፡ ወዓዲ ፡ በተዋርሶ ፡ ይከውኑ ፡ ዕሩ
ያነ ። ወደአቲ ፡ ከዊን ፡ ወልድና ፡ ወይደልምሙ
ለውሉድ ፡ ወነሱ ፡ ለለጅዱ ፡ ከመ ፡ ይኮን ፡
መክፈልቱ ፡ ላዕለ ፡ ዘይደልዎ ፡ ለካልእ ፡ ወም
ክንያተ ፡ ቀዲሞቶሙስ ፡ ለውሉድ ፡ እምውሉ
ደሙ ፡ እስመ ፡ እመንቱ ፡ ይቀርቡ ፡ እምኔ
ሆሙ ።

፩ሺ፫፻፶ መክ ፡ ፩ዱ ፡ ጥወኒቱ ፡ ወዘሃ ፡ ሞተ ፡ ዘእን
በለ ፡ ይጽሐፍ ፡ ትእዛዛቲሁ ፡ ወነደገ ፡ ወሉደ ፡
ተባዕተ ፡ ወኣንሱተ ፡ ለደረሱ ፡ በዕረና ። መጅ ፡
አመኒ ፡ ኮኑ ፡ ፍጹማን ፡ በእብ ፡ ወእም ፡ አው ፡
ዘእፍጹማን ። ጠሰ ፡ ህ። ወለአመኒ ፡ ኮነ ፡
፩ዱ ፡ እምኔሰሙ ፡ ጽሙሙ ፡ አው ፡ በሃመ ፡
አመኒ ፡ ኮኑ ፡ ቅሩባን ፡ አው ፡ ኢትሩባን ።

፩ሺ፫፻፶፩ ጠሰ ፡ ህ። መክ ፡ ጥወኒቱ ፡ ወለአመ ፡ ተወ
ስበት ፡ ወለት ፡ እምድንረ ፡ ነግሐት ፡ ትል
ወታ ፡ እምወላድያኒሃ ፡ ይትጉለቀ። ትልወታ ፡
ውስተ ፡ ርሲታ ፡ አመኒ ፡ ሠርዐ ፡ አቡሃ ፡ በሕ
ይወቱ ፡ ወእመኒ ፡ አሠርዐ ፡ ወተስናእም ፡
በቤተ ፡ ክርስቲያን ፡ ቅወም ፡ በዝንቱ ፡ ከመ ፡
ለእመ ፡ ፈድፈድ ፡ ወአቱ ፡ እምዘይደልዎ ፡ እም
ተዋርሶ ፡ ኢትጎሥሥ ፡ ውሳኬ ፡ ወእመኒ ፡ ሐጾ ፡
ትንግሉ ፡ ፍጹማ ።

፩ሺ፫፻፶፪ መጅ ፡ ኀወቲ ፡ ወዘሃ ፡ ተወልደ ፡ እምኣግን
ዚት ፡ እምድንረ ፡ ጽሐፈ ፡ ትእዛዝ ፡ ይረሰ ፡
ምስለ ፡ ኢንዊሁ ፡ ወይኮን ፡ ከመ ፡ ፩ዱ ፡ እምኔ
ሆሙ ።

በገንዘብም ፡ ከጥቅሚ ፡ ጋር ፡ ኦር ፡ ትጻናለች ።
እንግዲህ ፡ ለልጆችም ፡ ካያቶቻቸው ፡ ገንዘብ ፡
መውሰድ ፡ ይገባቸዋል ። ስለዚህ ፡ ያወራረስ ፡
ሁኔታ ፡ ክላይ ፡ ወደታች ፡ ይወርዳል ። ክታች ፡
ወደላይ ፡ እይመለስም ። ከእነርሱ ፡ ወደታች ፡
የሚሆን ፡ ቢታጣ ፡ ነው ፡ እንጂ ። በዘመን ፡
መተላለፍ ፡ እንደዚህ ፡ ያለ ፡ የለም ።

፩ሺ፫፻፵፱ ሥርዋጽ ፡ የታላላቆች ፡ ፍርድ ፡ በተፈጥሮ ፡
ነውና ፡ ታናናሾች ፡ በሕይወታቸው ፡ ሳሉ ፡
ታላላቆች ፡ ስለሚሞቱ ፡ ይታወቃል ። ዳግመ
ኛም ፡ ያባቶች ፡ ስም ፡ በእባቶች ፡ ልጆች ፡ ይቀ
ራል ። (ይጠራል) ፡ እነርሱም ፡ ይወርዱቸው ፡
ዘንድ ፡ ይገባል ። ሴት ፡ ልጅ ፡ እንደ ፡ ወንድ ፡ ልጅ ፡
የመውረሷ ፡ ምክንያት ፡ በሐዲስ ፡ ሕግ ፡ ተጀመረ
በብሉይ ፡ ግን ፡ አይደለም ። ሐዋርያ ፡ ጳውሎስ ፡ ሴ
ትና ፡ ወንድ ፡ በክርስቶስ ፡ እንድ ፡ ናቸው ፡ እንዳለ
(ገላ ፡ ፫ ፡ ፳፰) ። ዳግመኛም ፡ ባወራረስ ፡ ትክ
ክል ፡ ይሆናሉ ። ይህችውም ፡ የልጅነት ፡ ሁኔታ
ናት ። ለልጆች ፡ ሁሉ ፡ ለእያንዳንዳንዱ ፡ ድር
ሻው ፡ ለወንድሙ ፡ በሚገባው ፡ ቢሆን ፡ ይገባ
ቸዋል ። ልጆች ፡ ክልጆቻቸው ፡ የመቅደማቸው
ምክንያት ፡ እነርሱ ፡ ከእነርሱ ፡ የሚቀርቡ
ስለሆነ ፡ ነው ።

፩ሺ፫፻፶ መክ ፡ ፩ ፡ ፹፯ ። ትእዛዙን ፡ ሳይጽፍ ፡ የሞተ ፡
ሰውም ፡ ወንዶችና ፡ ሴቶች ፡ ልጆችን ፡ ቢተው ፡ በ
ትክክል ፡ ይውረሱ ። መጅ ፡ ፯ ። በእባትና ፡ በእ
ናት ፡ ፍጹማን ፡ (እንድ) ፡ ቢሆኑ ፡ ወይም ፡ ፍጹ
ማን ፡ ባይሆኑ ። ጠሰ ፡ ህ። ከእነርሱ ፡ እንዱ ፡
ደንቆሮ ፡ ወይም ፡ ዲዳ ፡ ቢሆን ፡ ቅርቦችም ፡
ቢሆኑ ፡ ወይም ፡ ሩቆች ፡ ቢሆኑ ።

፩ሺ፫፻፶፩ ጠሰ ፡ ህ። መክ ፡ ፹፯ ። ሴት ፡ ልጅ ፡ ከወላ
ጆቿ ፡ ትልወታን ፡ ከተቀበለች ፡ በኋላ ፡ ብታ
ገባ ፡ ትልወታ ፡ ክርስቲ ፡ ውስጥ ፡ ገብቶ ፡ ይቈ
ጠራል ። እባታ ፡ በሕይወት ፡ ሳለ ፡ ቢያዝዝም ፡
ባያዝዝም ፡ በቤተ ፡ ክርስቲያን ፡ መሰማማት ፡
በዚህ ፡ ያጻናል ። ይህስ ፡ መውረስ ፡ ከሚገባት ፡
ገንዘብ ፡ ቢበዛ ፡ ጭማሪ ፡ አትፈልግ ። ቢያን
ስም ፡ ሄርሳ ፡ ትውስድ ።

፩ሺ፫፻፶፪ መጅ ፡ ፲፪ ። ትእዛዝ ፡ ከተጻፈ ፡ በኋላ ፡ ነፃ ፡
ከወጣቸው ፡ አገልጋይ ፡ የተወለደ ፡ ልጅም ፡
ከወንድሞቹ ፡ ጋራ ፡ ይውረስ ፡ ከእነርሱም ፡
እንደ ፡ አንዱ ፡ ይሁን ።

እንቀጽ ፡ ፵፪ ።

ሰበ ፡ ርስት ።

፩ሺ፫፻፶፫ መክ ፡ ሃወቅቱ ፡ ወእለሰ ፡ ተወልዱ ፡ እምተዋ ሰቦ ፡ ዘእበሳ ፡ ዘዘመ ፡ ብእሲተ ፡ እኅ፡ ወእ ጎተ ፡ ብእሲት ፡ ወዘመ ፡ እጎተ ፡ እብ ፡ ወእጎተ ፡ እም ፡ ወብእሲተ ፡ እብ ፡ ወዕቅብቱ ፡ እይረ ስዎሙ ፡ ለእበዊሆሙ ፡ ዘእንበለ ፡ በጽሒፊ ፡ ትእዛዝ ፡ ወባሕቱ ፡ ዘይወርስዎሙ ፡ እለ ፡ ተወ ልዱ ፡ ሎሙ ፡ እምብእሲት ፡ ሕጋዊት ፡ ብወሕ፡ መክ ፡ ሃወቅቱ ፡ ወለእመ ፡ እዘዘ ፡ ሎሙ ፡ እቡ ሆሙ ፡ በምንትኒ ፡ ወእፍተረ ፡ ዘመ ፡ ያውር ሰሙ ፡ ምስለ ፡ እኅዊሆሙ ፡ በዕረና ፡ ያደሉ ፡ ሎቱ ፡ ዝንቱ ።

፩ሺ፫፻፶፬ መዓርግ ፡ ዳግማዊ ፡ በእንተ ፡ ዘይወርስዎ ፡ ተባዕት ፡ ወእንስት ፡ እምውሉደ ፡ ሙሉደ ፡ ተባዕት ፡ ባሕተቶሙ ፡ እምነ ፡ እምኔዋኒሆሙ ። ጠሰ ፡ ዘ፴ ፡ መጅ ፡ ዘሃወቂቱ ፡ ወውሉደ ፡ ወሉደ ፡ ይረሱ ፡ እምኔዋኒሆሙ ፡ ወእመኒ ፡ ኮኑ ፡ ተባዕተ ፡ እው ፡ እንስተ ፡ ወይክልኡ ፡ እበው ፡ እምኔዋኒሆሙ ።

፩ሺ፫፻፶፭ ሥርዋጽ ፡ ጠሰ ፡ ዘ፴ ፡ ወለእመ ፡ ሞተ ፡ እም ኄው ፡ ወሎቱ ፡ ወልደ ፡ ወዓዲ ፡ ወሉደ ፡ እም ካልእ ፡ ወልዱ ፡ ወሉደ ፡ ወልዱ ፡ ይባኡ ፡ ውስተ ፡ መከረልተ ፡ እቡሆሙ ፡ ወይረሱ ፡ ዕሩዩ ፡ ምስለ ፡ እጎወ ፡ እቡሆሙ ፡ ወይንሥኡ ፡ ዘኮነ ፡ ይንሥእ ፡ እቡሆሙ ፡ ለእመ ፡ ኮነ ፡ ሕያወ ፡ ወለእመኒ ፡ ኮኑ ፡ ተባዕተ ፡ እው ፡ እን ሰተ ፡ ለእመኒ ፡ ታሕተ ፡ ምግብና ፡ እው ፡ ውፁ እነ ፡ እምግብና ፡ ወዝንቱ ፡ ፍትሕ ፡ ዘእይት ገበር ፡ ውስተ ፡ ቤተ ፡ ክርስቲያንን ፡ እስመ ፡ ዘተ ነግረ ፡ በሥርው ፡ ይኔይሱ ፡ እምዘ ፡ ሀለው ፡ ውስተ ፡ ዛቲ ፡ ሥርዋጽ ፡ እስመ ፡ ውሉዱ ፡ ይቶ ርቡ ፡ እምውሉደ ፡ ውሉዱ ፡ ወርስት ፡ ለዘይቶ ርብኬ ፡ ያደሉ ።

፩ሺ፫፻፶፮ ምዕራፍ ፡ ኃምሰ ፡ በእንተ ፡ ዘይወርስ ፡ እብ ፡ እምውሉዱ ፡ ወይእቲ ፡ መዓርግ ፡ ግልሲት ፡ በእ ንተ ፡ ዘይቀድም ፡ እብ ፡ እምእኃዊሆ ፡ ወቅድ መተሰ ፡ እስመ ፡ ውእቱ ፡ ዘይቀርብ ፡ እስመ ፡ ማእከለ ፡ እብ ፡ ወወልዱ ፡ መዓርግ ፡ እሐቲ ፡ ወማእከለ ፡ እኅሰ ፡ ወእኅሆ ፡ ፪ተ ፡ መዓርግ ፡ ዘውእቱ ፡ ፪ቱ ፡ ልደት ፡ ወዳግምኒ ፡ እስመ ፡ እብ ፡ ውእቱ ፡ ምክንያተ ፡ ተረክቦተ ፡ ውሉዱ ፡ ወርክቦተ ፡ ንዋይ ፡ ወቀዋሚ ፡ ላዕለ ፡ ርክቦተ ፡ ሰብእ ፡ ንዋይ ፡ ወእኅሰ ፡ ኢኮነ ፡ ውእቱ ፡ ምክ ንያተ ፡ ተረክቦተ ፡ እኅሆ ፡ እስመ ፡ እብ ፡ ዘው

፩ሺ፫፻፶፫ መክ ፡ ሃፀ ። ከበደል ፣ (ከሕግ ፡ ውጭ) ፡ ጋብቻ የተወለዱ ፡ ግን ፡ ከወንድም ፡ ሚስት ፡ ከሚ ሰት ፡ እጎት ፡ ከእባት ፡ እጎት ፡ ከእናትም ፡ እጎ ት ፡ ከእባት ፡ ሚስት ፡ ከዕቁባቱም ፡ የተወለዱ ፡ በማዘዣ ፡ ደብዳቤ ፡ ካልሆነ ፡ በቀር ፡ እባቶቻ ቸውን ፡ እይውረሱዋቸው ። ነገር ፡ ግን ፡ የሚ ወርሷቸውስ ፡ ከሕግ ፡ ሚስት ፡ የተወለዱ ፡ ቢሆኑ ፡ እግባብ ፡ ነው ። መክ ፡ ሃፀ ። እባታ ቸው ፡ በማናቸውም ፡ ቢያዝዝላቸው ፡ ከወንድ ሞቻቸው ፡ ጋር ፡ በትክክል ፡ ሊያወርሳቸው ፡ ቢወድ ፡ ይህ ፡ ለእርሱ ፡ ይገባዋል ።

፩ሺ፫፻፶፬ ሁለተኛ ፡ መዓርግ ፡ ወንዶችና ፡ ሴቶች ፡ ከወን ዶች ፡ የልጅ ፡ ልጆች ፡ ብቻቸውን ፡ ካያቶቻቸው ስለሚወርሱት ፡ ያናገራል ፡ ጠሰ ፡ ፴ ። መጅ ፡ ፲፪ ። የልጅ ፡ ልጆች ፡ እያቶቻቸውን ፡ ይውረሱ። ወንዶችና ፡ ሴቶችም ፡ ቢሆኑ ። እያቶቻቸው ፡ እባቶችን ፡ ይከልከሉ ።

፩ሺ፫፻፶፭ ሥርዋጽ ፡ ጠሰ ፡ ፴ ። እያት ፡ ቢሞት ፡ ልጅም ቢኖረው ፡ ዳግመኛም ፡ ከሌላ ፡ ልጁ ፡ የተወ ለዱ ፡ የልጅ ፡ ልጆች ፡ ቢኖሩ ፡ በእባታቸው ፡ ድርሻ ፡ ገብተው ፡ ከእባታቸው ፡ ወንድም ፡ ጋራ ፡ በትክክል ፡ ይውረሱ ። እባታቸው ፡ ደጎና ፡ ቢሆን ፡ ኖሮ ፡ ይወሰደው ፡ የነበረውን ፡ ይውሰዱ ፡ ወንዶች ፡ ወይም ፡ ሴቶች ፡ ቢሆኑ ፡ በመተዳደር ፡ ስር ፡ ቢሆኑም ፡ ወይም ፡ ከመ ተዳደር ፡ የወጡ ፡ ቢሆኑ ። ይህ ፡ ፍርድ ፡ በቤተ ፡ ክርስቲያን ፡ የማይሠራ ፡ ነው ። በዚች ፡ ሥርዋጽ ፡ ካለው ፡ በሥር ፡ (በመጀመሪያ) ፡ የተ ነረገው ፡ ይበልጣልና ። ከልጅ ፡ ልጆቹ ፡ ልጆቹ ፡ ይቀርባሉና ። ርስትም ፡ ለሚቀርብ ፡ ይገባል ።

፩ሺ፫፻፶፮ እምስተኛ ፡ ምዕራፍ ። እባት ፡ ከልጆቹ ፡ ስለ ሚወርሰው ፡ ያናገራል ። ይህችውም ፡ ፫ኛ ፡ መዓርግ ፡ ናት ። እባት ፡ ከወንድሞቹ ፡ ስለሚ ቀድም ፡ ነው ። መቅደሙም ፡ እርሱ ፡ የሚቀ ርብ ፡ ስለሆነ ፡ ነው ። በእባትና ፡ በልጁ ፡ መካ ከል ፡ መዓርግ ፡ እንዲት ፡ ናትና ። በወንድሙና ፡ በወንድሙ ፡ መካከል ፡ ግን ፡ ፪ ፡ መዓርግ ፡ ነው ። ይኸውም ፡ ፪ትውልድ ፡ ነው ። ዳግመ ኛም ፡ እባት ፡ ለልጆቹ ፡ መገኘትና ፡ ለገንዘቡ ፡ መገኘት ፡ ምክንያት ፡ እርሱ ፡ ስለሆነ ፡ ነው ። የገንዘብ ፡ ሰዎችም ፡ በመገኘታቸው ፡ ይጸናል ።

አንቀጽ : ፵፪ =

እቱ : ሥርወ : ለንዋይ : ይደልም : ነግሎቱ =

፩ሺ፪፻፶፯ ወካዕበ : ዘይበዝን : ይኩን : ለእብ : እሰመ :
ውእቱ : ዘወሀበ : ውእተ : ንዋየ : ለወልዱ :
ውተመይጦቱ : ኅቤሁኬ : ይደሉ : ወበዝንቱ :
ካዕበ : ይደሉ : አቅድሞ : እብ : እምእም =
ወዓዲ : ካዕበ : እሰመ : ብእሲት : ተፈጥረት :
በእንተ : ብእሲ : ወዘሂ : ተፈጥረ : በእንተ :
ካልእ : ውእቱኬ : ይቴሐት : በከብር : እም
ዝኩ : ካልእ : ወካዕበ : እሰመ : እም : ከመ :
ሙዳይ : ወከመ : ምድር : ለዘርእ = ወፈድፋ
ደሰ : ይገብእ : ንዋይ : ካዕበ : ኅበ : እጉ :
ወራሲ : እምኅበ : እብ : ወዝንቱ : ውእቱ :
ምክንያተ : አቅድሞ : እብ : እምኢኃው :
ወእም =

፩ሺ፪፻፶፰ መከ : ፩ዱ : መጅ : ሂወደቱ : ለእመ : ሞተ :
፩ዱ : ወእልዞቱ : ሎቱ : ውሉድ : ወእ :
ውሉደ : ውሉድ : ወእጸሐፈ : ትእዛዛቲሁ :
ወኮኑ : ሎቱ : አብ : ወእም : ይከውን : ርሰቱ :
ሰእቡሁ : ባሕቲቱ =

፩ሺ፪፻፶፱ ምዕራፍ : ሳድስ = ዙቱ : ፀቱ : መዓርጋት :
በእንተ : ዘይወርሰም : ፍጹማን : ልደት : እም
ኢኃው : ወኢኃት : በዘይፍተሆመ : ወዘሂ : ይወ
ርሰም : እለ : ኢኮኑ : ፍጹማን : ልደት = ወሥር
ዓቶሙ : ለእምኔዋን : ምሰለ : ኢኃው : ወእ
ኃት : ወርሰተ : እም : ወሥርዓታ : ወተዋርሶ :
ውሉደ : ኢኃው = ርሰይዎሙ : ለኢኃው : እምድ
ኅረ : እብ : እሰመ : ውእቶሙ : ውሉዱ : ወው
ሉዱኬ : ይቀርቡ : ኅበሁ : እምካልእኒሆመ :
ወዝንቱ : ውእቱ : ምክንያተ : አቅድሞተ :
ኢኃው : እምን : እምኔዋን = እሰመ : ምዉት :
ወኢኃዊሁ : ዕሩያን : እሙንቱ : በልደት : ዘይ
ቀርብ : ኅበ : እብ : ወውእቱ : ከዊን : ትዝም
ድና : ዘውሉድ : ወዝምደተ : እምኔዋን : ኅበ :
ወልደ : ምዉት : ዝምደተ : አብና : ወወልድና :
በተዋርሶት : ነዋ : ያቀድም : በትእዛዝ : እም
እብ = ወካዕበ : እሰመ : እምኔዋን : ቅሩባን :
ለሐዊር : እምዛቲ : ሕይወት : ወውሉደ : ውሉ
ደሙኒ : እለ : እሙንቱ : ኢኃው : ተቀባልያን :
ውእቶሙኬ : እለ : ይፈቅድዎ : ፈድፋድ : ለን
ዋይ =

፩ሺ፪፻፷ መዓርግ : ራብዕት : መከ : ዘጃወደቱ : እመቦ :

ሰለ : ርሰት =

ወንድም : ግን : ለወንድሙ : መገኘት : ምክን
ያት : እልሆነም = እባት : ለንዝቡ : ሥፍ :
(መገኛው) : ስለሆነ : ሊወሰደው : ይገባዋል =

፩ሺ፪፻፷፩ ዳግመኛም : የሚበዛው : ለአባት : ይሁን =
ይህን : ገንዘብ : ለልጅ : የሰጠ : እርሱ :
ነውና = ወደእርሱም : መመለሱ : ይገባል =
ዳግመኛም : በዚህ : ከእናት : እባትን : ግስቀ
ደም : ይገባል = ዳግመኛም : ሴት : ስለወንድ :
ተፈጥራለችና = ስለ : ሌላ : የተፈጠረ : ከዚያ :
ከሌላው : በከብር : ዝቅ : ይላል = ዳግመኛም :
እናት : እንደ : ሣጥንና : ለዘርእ : እንደ : ተዘጋ
ጀ : ምድር : (እርሻ) : ናትና = ይልቁንም :
ገንዘብ : ካባት : ወደሚወርስ : ወንድም :
እነሆ : ይመለሳል = እባትን : ከወንድሞችና :
ከእናት : የግስቀደም : ምክንያት : ይህ : ነው =

፩ሺ፪፻፷፪ መከ : ፩ = መጅ : ሺ፪ = እንድ : ሰው : ቢሞት
ለእርሱም : ልጅ : ወይም : የልጅ : ልጅ : ባይ
ኖሩት : ትእዛዝንም : ባይጽፍ : አባትና : እና
ትም : ቢኖሩለት : ርሰቱ : ለአባቱ : ብቻ :
ይሆናል =

፩ሺ፪፻፷፫ ሰድስተኛ : ምዕራፍ = እራት : መዓርጋት :
አሉበት = ከወንድሞችና : ከእጎቶች : እርስ :
በርላቸው : በልደት : ፍጹማን : (እንድ) : የሆ
ኑትና : በልደት : ፍጹማን : (እንድ) : ያልሆኑት
ስለሚወርሱት : ከወንድሞችና : ከእጎቶች :
ጋራ : ስለ : እያቶች : ሥርዓት : ስለእናትም :
ርሰትና : ስለሥርዓቷ : ስለወንድሞችም :
ልጆች : መውረስ : ይናገራል = ወንድሞችን :
ከአባት : ቀጥለው : አደረጉቸው = እነርሱ :
ልጆቹ : ናቸውና : ከሌሎቹም : ለእርሱ : ልጆቹ
ይቀርቡታልና = ከእያቶች : ወንድሞችን : የግ
ስቀደም : ምክንያት : ይህ : ነው = ሚቹና : ወን
ድሞቹ : ወደ : እባት : በሚቀርብ : ልደት :
ትከክል : ናቸውና = ይኸውም : የልጆች : ዝም
ድናና : በሚች : ልጅ : ዘንድ : ያያቶች : ዝምድ
ና : የአባትነትና : የልጅነት : ዝምድና : ነው =
ባወራረስ : ጊዜ : እነሆ : በትእዛዝ : ከአባት : ያስቀ
ድማል = ዳግመኛ : እያቶች : ከዚች : ሕይወት :
ለመሄድ : የተቃረቡ : ናቸውና = የልጆቻቸው :
ልጆችም : ተቀባዮች : ወንድሞች : ናቸው =
ገንዘብን : እጅግ : የሚሹት : እነርሱ : ናቸው =

፩ሺ፪፻፷፬ ፬ኛ : መዓርግ = መከ : ሺ፪ = ልጅ : ወይም :

እንቀጽ ፡ ማፄ ።

ሰለ ፡ ርሰት ።

ዘእልዎቱ ፡ ወልድ ፡ ወአላብ ፡ ለደረሰም ፡ አጎ
ዊሁ ፡ ወእጎቲሁ ፡ ወእሙ ፡ ባሕቱ ፡ ለእም ፡
ከመ ፡ መክረልተ ፡ ፩ዱ ፡ እምውሉዳ ፡ በሰሪና ።

እባት ፡ የሌለው ፡ ሰው ፡ ቢኖር ፡ ወንድሞቹና ፡
እጎቶቹ ፡ እናቱም ፡ ይውረሱት ። ነገር ፡ ግን ፡
ለእናት ፡ ከልጅቿ ፡ እንደ ፡ እንዱ ፡ ድርሻ ፡ በት
ከክል ፡ ይገባታል ።

፩ሺ፫፻፳፩ ጠሰ ፡ ዘ፴ ፡ አጎው ፡ ወእጎት ፡ ፍጹማን ፡
ልድት ፡ ዘውእቶሙ ፡ እለ ፡ ተወልዱ ፡ እም፩ዱ ፡
እብ ፡ ወእምእሐቲ ፡ እም ፡ ደረሰሱ ፡ በሰሪና ፡ በበ
ይናቲሆሙ ።

፩ሺ፫፻፳፩ ጠሰ ፡ ፴ ። በልደት ፡ ፍጹማን ፡ (እንድ) ፡
የሆኑ ፡ እኒኸውም ፡ ከእንድ ፡ እባትና ፡ ከእን
ዲት ፡ እናት ፡ የተወለዱ ፡ እርስበርሳቸው ፡ በት
ከክል ፡ ይውረሱ ።

፩ሺ፫፻፳፪ መዓርግ ፡ ጎምሲት ፡ መዓርግ ፡ ሳድሲት ፡
ጠሰ ፡ ዘ፴ ፡ ወለእመ ፡ አልቦቲ ፡ እጎው ፡ ፍጹ
ማን ፡ ዘእምእቡሁ ፡ ወእሙ ፡ ደረሰም ፡ እጎ
ዊሁ ፡ እለ ፡ ፍሉጣን ፡ በልደቱ ፡ አብ ፡ ወእመኒ፡
በእም ። ወምከንያተ ፡ ዝንቲ ፡ እሰመ ፡ እለ ፡
ይዘመዱ ፡ ምሰሌሁ ፡ ይቀርቡ ፡ እምእለ ፡ ኢኮኑ
እምወላድያኒሁ ፡ ይደሉ ፡ እምዘምደት ፡ ካል
እት ፡ ዘኢትትፌጸም ።

፩ሺ፫፻፳፪ እምሰተኛዬቲ ፡ መዓርግና ፡ ሰድሰተኛዬቲ ፡
መዓርግ ። ጠሰ ፡ ፴ ። ከ፩ ፡ አባትና ፡ ከ፩ዲት ፡
እናት ፡ የተወለዱ ፡ ፍጹማን ፡ ወንድሞች ፡ ባይኖ
ሩት ፡ ከእባት ፡ ወይም ፡ ከእናት ፡ በመወለድ ፡
የተለዩ ፡ ወንድሞቹ ፡ ይውረሱት ። የዚህም ፡
ምክንያቱ ፡ ከወላጆቹ ፡ ካልሆኑት ፡ (ካልተወለ
ዱት) ፡ ከእርሱ ፡ ጋር ፡ የሚዛመዱ ፡ (የሚወ
ለዱ) ፡ ፍጹም ፡ ካልሆኑት ፡ ከሌላዬቱ ፡ ዝም
ድና ፡ ለእባት ፡ ልጅ ፡ ይገባል ።

፩ሺ፫፻፳፫ መጅ ፡ ፲ወፄቲ ፡ ወእጎውኒ ፡ ዘእምእብ ፡ ይቅ
ድም ፡ እምነ ፡ እጎው ፡ ዘእምእም ፡ ወምከንያ
ተሰ ፡ እሰመ ፡ ዘይትወለድ ፡ እምእብ ፡ ሎቲ ፡
ተዘምዶ ፡ እመንገለ ፡ ያታ ፡ ቀዳሚት ። ወሰ
እመ ፡ አልቦቲ ፡ ለመዋቲ ፡ ወላድያን ፡ ይረ
ሰም ፡ እምኔዉ ፡ ወእምኔውቲ ፡ ምሰለ ፡ እጎ
ዊሁ ፡ ወእጎቲሁ ፡ ፫ቲሆሙ ።

፩ሺ፫፻፳፫ መጅ ፡ ፲፪ ። ከእናት ፡ ከሚወለድ ፡ ወንድም ፡
ይልቅ ፡ ከእባት ፡ የሚወለድ ፡ ወንድም ፡ ይቅ
ደም ። ምክንያቱም ፡ ከእባት ፡ የሚወለድ ፡ ከፈ
ተኛዬቲ ፡ ወገን ፡ ተዘምዶ ፡ እለውና ። ለሚች
ወላጆች ፡ ባይኖሩት ፡ ወንድ ፡ እያቱና ፡ ሴት ፡
እያቱ ፡ ከወንድሞቹና ፡ ከእጎቶቹ ፡ ጋር ፡ ፫ቲም
ይውረሱት ።

፩ሺ፫፻፳፬ ወበዝንቲ ፡ ቀኖና ፡ ኢተፈልጠ ፡ ቦቲ ፡ ግብ
ርሙ ፡ ለእሱ ፡ እምኔዋን ፡ እለ ፡ እሙንቲ ፡
እምኔዋን ፡ ዘእብ ፡ ወእምኔዋን ፡ ዘእም ፡
ወቀኖናሰ ፡ ተዋርሶ ፡ ለእምኔው ፡ ዘእምእብ ፡
እምቅድመ ፡ እምኔው ፡ ዘእምእም ። ወይደሉ ፡
ካሶበ ፡ በዝንቲ ፡ እንቀጽ ፡ ከመ ፡ ይቅድሙ ፡
እምኔዋን ፡ ዘእብ ፡ እምነ ፡ እምኔዋን ፡ ዘእም ፡
ወዝንቲሰ ፡ ሶበ ፡ ኮኑ ፡ እጎው ፡ እም፩ዱ ፡ አብ ፡
ወእምእሐቲ ፡ እም ። ወእመኒ ፡ ኮኑ ፡ እጎው ፡
ዘእምእብ ፡ ባሕቲቲ ፡ ይረሰም ፡ እምኔዋኒሁ ፡
ዘእቡሁ ፡ ባሕቲቶሙ ፡ ወለእመ ፡ ኮኑ ፡ እጎው ፡
ዘእም ፡ ባሕቲታ ፡ ደረሰሱ ፡ እምኔዋን ፡ ዘእም
እም ፡ ባሕቲታ ።

፩ሺ፫፻፳፬ በዚህ ፡ እንቀጽ ፡ የአሊህ ፡ ያያቶች ፡ ሥራ ፡
አልተለየም ። እኒኸውም ፡ በእባት ፡ በኩል ፡
ያሉ ፡ እያቶችና ፡ በእናት ፡ በኩል ፡ ያሉ ፡ እያ
ቶች ፡ ናቸው ። በትእዛዝ ፡ ግን ፡ በእናት ፡ በኩል
ካለ ፡ እያት ፡ እስቀድሞ ፡ በእባት ፡ በኩል ፡
ላለ ፡ እያት ፡ መውረስ ፡ ይገባል ። ጸሃመኛም ፡
በዚህ ፡ እንቀጽ ፡ በእናት ፡ በኩል ፡ ካሉ ፡ እያ
ቶች ፡ በእባት ፡ በኩል ፡ ያሉ ፡ እያቶች ፡ ሊቀ
ድሙ ፡ ይገባል ። ይኸውም ፡ ከእንድ ፡ እባትና ፡
ከእንዲት ፡ እናት ፡ የተወለዱ ፡ ወንድማማቾች ፡
ቢሆኑ ፡ ነው ። ከእባት ፡ ብቻ ፡ የተወለዱ ፡ ወን
ድማማቾች ፡ ቢሆኑ ፡ በእባቱ ፡ ብቻ ፡ በኩል ፡
ያሉ ፡ እያቶች ፡ ይውረሱት ። ከእናት ፡ ብቻም ፡
የተወለዱ ፡ ወንድማማቾች ፡ ቢሆኑ ፡ በእናት ፡
ብቻ ፡ በኩል ፡ ያሉ ፡ እያቶች ፡ ይውረሱ ።

፩ሺ፫፻፳፭ ወለእመሰኬ ፡ ረሰይዋ ፡ ለእመ ፡ ምዉት ፡
ከመ ፡ ፩ዱ ፡ እምእጎዊሁ ፡ ወእጎቲሁ ፡ እይክ
ልእ ፡ ፩ዱ ፡ እምኔሆሙ ፡ እመ ፡ ኮኑ ፡ ዘእምእብ
ወእም ፡ አው ፡ እመ ፡ ኢኮኑ ፡ አላ ፡ ትረሰሰ ፡

፩ሺ፫፻፳፭ የሚቹን ፡ እናት ፡ ከወንድሞቹና ፡ ከእጎቶቹ ፡
እያንዳንዱ ፡ ቢያደርጓት ፡ ከእነርሱ ፡ እንዱ ፡ እያ
ከልከላት ። ከእባትና ፡ ከእናት ፡ የተወለዱ ፡
ቢሆኑ ፡ ወይም ፡ ባይሆኑ ፡ ከእነርሱ ፡ እንደ ፡

አንቀጽ : ፵፪ =

ምስሰ : ስሎሙ : ከመ : ሄዱ : አምኔሆሙ : ወሰዘ : አተረክዘ : ሄዱ : አምኔሆሙ : ወራሲ : ትረስ : አጎት : በመካነ : አኅሃ : ወደትከልአ : ደቲቶ : አጎው : አሰመ : ተኖና : ትእዘዝ : ላቲ : ከመ : ትትሪሪደ : ምስሰ : ሄዱ : አምኔ : አሉ : አጎው : ወአኅኒ : ይከላክ : ውሉደ : አሰመ : ይአቲ : ትቀርብ : ጎበ : አምኔው =

፩ሺ፫፻፷፮ መክ : ሸወጅቱ : ወእም : ምስሰ : አጎው : አብ : ወውሉደ : አጎው : አብ : ትቲሆሙ : ይትካራሉ =

፩ሺ፫፻፷፯ መዓርግ : ሳብዒት : ወፍትሐሰ : ለዘይቀርብ ጎበ : አብ : ይቀርብ : ወዘአማራ : ተዋርሶ : ወልደ : ወልደ : አምድጎረ : ወልደ : ወወሪሰ : ወልደ : አጎው : አብ : አምድጎረ : አጎው : አብ : ይረሱ : በዕሪና : ተባዕት : ወአንሱት : አሰ : አምውሉደ : አጎው : አሙንቱ : አምድጎረ አጎው : ወአጎት : በከመ : ተሠርዐ : በአንተ : አጎው = ተዐውቀ : ቅድመተ : ውሉደ : ፍጹማን : አሰ : ተወልዱ : አም፩ዱ : አብ : ወእም አሐቲ : አም : አምዘ : ኢፍጹማን : ወአቅድሞተ ውሉድ : ዘእም : አብ : ባሕቲቱ : አምነ : ውሉድ : ዘእም : አም : ባሕቲታ : ወይነብር : ዘይመርሕ : በአንተ : ውሉደ : አጎው : አምድ ጎረሆሙ =

፩ሺ፫፻፷፰ ሥርዋጽ : ጠሰ : ጃ : ወለእመ : ቦቱ : ለዘ ሞተ : አኅ : ዘአምአቡሁ : ወአሙ : ዘናሁ : አዕረፈ : ቅድሚሁ : ወቦቱ : ውሉድ : ይረሱ : አሙንቱ : ምስሰ : አጎው : አብሆሙ : ዘውአ ቶሙ : አጎዋሁ : ለዘሞተ : አሰ : ተወልዱ : አምአቡሁ : ወአሙ : ወይባኢ : ውስተ : ዕፃሁ : ለአቡሆሙ : ወይንሥአ : ዘኮነ : አቡሆሙ : ሀለዎ : ይንግእ : በሕይወቱ : ወያቅድምም : አምአጎው : ዘአኮነ : አምአብ : ወእም = ወለዝንቱ : ፍትሕ : ኢይገብሩ : ቦቱ : አሰመ : አጎው ይቀርቡ : አምውሉደሙ : ወቅሩብ : ይቀድሞ : ለዘርኑቅ =

፩ሺ፫፻፷፱ ምዕራፍ : ሳብዕ = ወውስተቱ : ሄቱ : መዓርግ ጋት : ሳምኒት : ወታሰዓት : በአንተ : ዘይመርሰዎ : አምኔው : ምወት : ወእምኅውቱ : ዘአቡሁ = ወምክንያተ : ቀዲሞቶሙስ : ለአምኔዋን : አምነ : አጎው : አብ : በአንተ : ዘኮነ :

ሰለ : ርሰት =

አንዱ : ሆና : ከሁሉም : ጋራ : ትውረስ : አንጂ = ከአነርሱ : አንዱ : ወራሽ : ባይገኝ : አጎቱ : በወንድሟ : ሰፍራ : ትውረስ = የወንድሞች : ልጆች : ይከልከሉ = ከአነዚህ : ወንድሞች : ከአንዱ : ጋራ : እንድትተካከል : መጽሐፍ : ታዝሃለኝና = ወንድምም : ልጆቹን : ይከልከል = ለአያታቸው : አርሷ : ትቀርባለኝና =

፩ሺ፫፻፷፯ መክ : ሸጽ = አባት : እናት : ወንድሞች : ከአባት : ወንድሞችና : ከአባት : ወንድሞች : ልጆች : ጋራ : ሦስታቸው : ይካፈሉ =

፩ሺ፫፻፷፰ ሰባተኛይቱ : መዓርግ : ፍርዱስ : ወደአባት : ለሚቀርበው : ይቀርባል : ባወራረስ : ማመልከት : ከልጁ : ቀጥሎ : የልጅ : ልጁ : ከአባትም ወንድም : ቀጥሎ : የአባት : የወንድም : ልጅ : አወራረስ : ከወንድሞች : ልጆች : ወገን : የሆኑት : ወንዶችና : ሴቶች : ከወንድሞችና : ከአጎቶች : ቀጥለው : በትከክል : ይውረሱ = ስለወንድሞች : አንደተጻፈ = ፍጹማን : ካልሆኑት : ከአንድ : እባትና : ከአንዲት : እናት : የተወለዱት : የፍጹማን : ልጆች : ቅድምና : ከእናት : ብቻ : ከተወለዱትም : ከአባት : ብቻ : የተወለዱትን : ማስቀደም : ታወቀ = ከአነርሱም : ቀጥለው : ስለ : ወንድሞች : ልጆች : የሚያሰረዳ : ተጽፏል =

፩ሺ፫፻፷፱ ሥርዋጽ : ጠሰ : ጃ = ለሞተው : ሰው : ከአባቱና : ከእናቱ : የተወለደ : አነሆ : ከእርሱ : አስቀድሞ : የሞተ : ወንድም : ቢኖረው : ልጆችም : ቢኖሩት : እነርሱ : ከአባታቸው : ወንድሞች : ጋር : ይውረሱ = እነርሱም : ከአባቱና : ከእናቱ : የተወለዱ : የሚች : ወንድሞች : ናቸው = በአባታቸው : ዕጣ : ይግቡ = አባታቸው : በሕይወቱ : ያገኝ : ዘንድ : ያገባው : የነበረውን : ይውሰዱ = ከአባትና : ከእናት : ካልተወለዱ : ወንድሞች : ያስቀድሟቸው = በዚህ : ፍርድ : አይሠሩበትም = ከልጆቻቸው : ወንድሞች : ይቀርባሉና = የራቀውንም : የቀረበው : ይቀድመዋልና =

፩ሺ፫፻፸፬ ፯ኛ : ምዕራፍ = በውስጡም : ሁለት : መዓርግ ጋት : አሉበት = ፷ኛደቲና : ፱ነኛደቲ = የሚች ወንድ : አያትና : በአባቱ : በኩል : የሴት : አያቱ : ስለሚወርሱት : ይናገራል = ከአባት : ወንድሞች : አያቶች : የሚቀድሙበት : ምክ

አንቀጽ : ፱፪ =

ቅሩባን : እስመ : ማእከል : እምኔው : ወው-
ሉደ : ውሉደ : ቦ : ዘልኤቱ : ልደታት : ወማእ
ከለ : እገው : እብ : ወውሉደ : እጉ : ቦ : ይቱ :
ልደታት : በዘመ : ተጠየቀ : በእንቀጽ : እው-
ሰቦ : እምነ : እብጥሊስ : በእንቀጽ : እምኔው :
እቡሁ : ወእምኔው : እሙ : እሰመ : ዘመደ :
እብ : ይቀደም : እምዘመደ : እም ።

፩ሺ፫፻፸፱ ጠስ : ፴ : ወእመ : ኢህለዉ : ወራሲያን : እለ :
ይትጌለቱ : ኅበ : ታሕቱ : እስመ : ልዑላው
ያን : ይቀደሙ : እምሰብእ : ገበዋት : ቅሩባን :
በስፌ : ወለፌ : ዘእንበለ : እለ : ይከውኑ : እኃ
ዋሁ ።

፩ሺ፫፻፸፩ ሙከ : ፳፱፳፭ : እምደገረ : ተባዕት :
ይረሳ : እንሰት : ዘእዘማደ : እብ : ወእምደገረ
ሆን : ይረሱ : ነገደ : እሙ : እሰመ : ተፈለጠ :
ዘዘኩር : እምነ : እሉ : ቄቱ : ቀኖናት : ንቡራን :
ይበጽሕ : ምግብና : ኅበ : እምኔው : መዋታ :
ለእቡሁ : እምደገረ : እኃዋሁ : ወቅደምና :
እምኔው : እቡሁ : ወእምኔው : እሙ ።

፩ሺ፫፻፸፯ ምዕራፍ : ሳምን = ቦቱ : ፪ቱ : መዓርጋት : ዘ፲ቱ :
ዘ፲፱፻፳፭ : በእንተ : ዘይወርሰዎ : አጋው :
እቡሁ : ስምዑት : ወውሉደ : እጋው : እቡሁ :
ወዘከመ : ተሠርቦ : ሎሙ : ሥርዓት : ምላሳ :
እሙ ። ወምከንያተ : ቀዳሞቶሙስ : ለአ
ጋው : እብ : ወውሉደሙ : አምነ : አጋት :
ወውሉደ : እጋት : እሰመ : እሉ : ይወዕኑ :
እምነገደ : እብ : ኅበ : ነገደ : ብእሲት : እማቱ
ዘሙ ።

፩ሺ፫፻፸፫ ሙከ : ፲፱፱፫ : ወዘአለቡቱ : ወልደ : እምደ-
ገራሁ : አው : ወላደያን : ወእ : እጋው : ወእ
ወልደ : እገው : ወእ : ብእሲት : ይረሰዎ :
እጋው : እቡሁ : ወለእመ : አለቡቱ : እጋው :
አብ : ይረሰዎ : ውሉደ : እጋው : እቡሁ ።

፩ሺ፫፻፸፱ ሙከ : ፳፱፳፭ : አጋው : እቡሁ : ወውሉደ :
አጋው : እቡሁ : ምላሳ : እሙ : ይተሆሙ : ይት
ካፈሉ : ግልሰተ : እድ : ወላቲ : ግልሰተ : እድ :
ቄቱ : ወለእመ : አለቡቱ : እገው : ወእ :
ወልደ : እገው : እሰመ : ርሰት : ትከውን :
ለአለ : ተርፉ : እምነ : ዙሉ : ዘመድ : ዘለፌ :

በለ : ርሰት ።

ንያት : የሚቀርቡ : ስለሆኑ : ነው ። በእያትና :
በልጅ : ልጆች : መካከል : ሁለት : ልደት :
እለና ። በእባት : ወንድምና : በወንድም :
ልጆችም : መካከል : ሦስት : ልደት : እለና
በእባቱ : በኩል : ስላለ : እያትና : በእናት :
በኩል : ስላለ : እያት : በጋብቻ : እንቀጽ : እን
ተነገረ ። ከእናት : ዘመድ : የእባት : ዘመድ :
ይቀደማልና ።

፩ሺ፫፻፸፱ ጠስ : ፴ : ወደታች : የሚቆጠሩ : ወራሾች :
ከሌሉ : ወንድሞቹ : ካልሆኑ : በቀር : በጎንና :
በጎን : ቀራቢዎች : ከሆኑ : ከጎን : ሰዎች : ወደ
ላይ : ያሉ : ይቀደማሉና ።

፩ሺ፫፻፸፩ ሙከ : ፳፱፳፭ = ከወንዶች : ቀጥለው : በእባት :
ዘመዶች : ወገን : ያሉ : ሴቶች : ይውረሱ ።
ከእነርሱም : ቀጥለው : የእናት : ወገኖች : ይው-
ረሱ ። ከእነዚህ : ከተጠቀሱት : ከሁለቱ : መጻሕ-
ፍት : የተጠቀሰው : መለየትስ : ከወንድሞቹ :
ቀጥሎ : በእባቱ : በኩል : ወደአለ : የሚች :
እያት : እስተዳደር : ስለሚደርስ : ነው ። በእ
ባቱ : በኩል : ያለ : ያያቱና : በአናቱ : በኩል :
ያለ : ያያቱ : መቀዳደም : ስለሚሆን : ነው ።

፩ሺ፫፻፸፯ ስምንተኛ : ምዕራፍ = ሁለት : መዓርጋት :
አሉበት ። እሥረኛዪቲና : እሥራ : አንደኛዪቲ
የሚች : የእባት : ወንድሞችና : የእባቱ : የወን
ድሞች : ልጆች : ስለሚወርሱት : ይናገራል ።
ከእናቱ : ጋራ : ሥርዓት : እንደተሠራላቸው :
የእባት : ወንድሞችና : ልጆቻቸው : ከአጎቶችና
ከእጎቶች : ልጆች : የመቅደማቸው : ምክንያት
እነርሱ : ከእባት : ወገን : ወደአናት : ወገን :
እናቶቻቸው : ስለሚወጡ : ነው ።

፩ሺ፫፻፸፫ ሙከ : ፲፱፱፫ = ከእርሱ : ቀጥሎ : ልጅ : ወይም :
ወላጆች : ወይም : ወንድሞች : ወይም : የወን
ድም : ልጅ : ወይም : ሚስት : የሌለውን : ሰው
የእባቱ : ወንድሞች : ይውረሱት ። የእባት :
ወንድሞች : ባይኖሩት : የእባቱ : የወንድሞች :
ልጆች : ይውረሱት ።

፩ሺ፫፻፸፱ ሙከ : ፳፱፳፭ = የእባቱ : ወንድሞችና : የእባቱ
የወንድሞቹ : ልጆች : ከእናቱ : ጋራ : ሦስት
ቸው : ሦስት : ልጅ : ይካፈሉ ። ከሦስቱ : እጅ :
ሁለቱ : ለአርሷ : ይሁን ። ወንድም : ወይም :
የወንድም : ልጅ : ባይኖረው : ርሰት : በወዲ
ያና : በወዲህ : ካሉ : ዘመዶች : ሁሉ : ለቀሩት :

ወለፌ ። ጠሰ ። ሸ ። በበመዓርግ ፡ ቅሩባን ፡ ወለ
አመ ፡ ተረከበ ። በጅዱሃ ፡ እምን ፡ ነሱ ፡ መዓ
ርግ ፡ እመኅቱ ፡ ደረሱ ፡ በዕረና ።

፩ሺ፻፸፭ ምዕራፍ ፡ ሳሰዕ ፡ ወዞ ፡ ውሰቱቱ ፡ ጅቱ ፡
መዓርጋት ፡ ዘገወጃቱ ፡ ዘገወጃቱ ፡ ዘከመ ፡ ይወ
ርሱ ፡ ውሉደ ፡ አዋልዲሁ ፡ ወውሉደ ፡ አጎ
ቲሁ ፡ ለምወት ። መከ ፡ ዘገወጃቱ ፡ ወለአመ ፡
አልቦቱ ፡ አጎው ፡ ወአውሉደ ፡ አጎው ፡ ወአ
አጎው ፡ አብ ፡ ወአውሉደ ፡ አጎው ፡ አብ ፡ አሜሃ
ደረሰዎ ፡ ውሉደ ፡ አዋልዲሁ ፡ ወለአመ ፡ አል
ቦን ፡ ለአዋልዲሁ ፡ ውሉደ ፡ ወራሰደን ፡ ደረ
ሰዎ ፡ ውሉደ ፡ አጎቲሁ ።

፩ሺ፻፸፮ ምዕራፍ ፡ ዓሥር ። ወውሰቱቱ ፡ ተረፈ ፡
መዓርጋት ። መከ ፡ ገወጃዱ ፡ ወለአመሰ ፡ አል
ቦቱ ፡ ለመዋቲ ፡ ወልድ ፡ ወኢ ፡ ወላድደን ፡
ወኢ ፡ አጎው ፡ ወኢ ፡ ወልደ ፡ አጎው ፡ ወኢ ፡
ወልደ ፡ እጎት ፡ ደረሰሁ ፡ አንከ ፡ አጎተ ፡ አቡሁ
ወአመሰ ፡ ኢህለዋ ፡ አጎተ ፡ አቡሁ ፡ ደረሰዎ ፡
ደቂቆን ፡ ወዛቲ ፡ መዓርግ ፡ ቀዳሚት ፡ ዘባቲ ፡
ይትዔረዩ ፡ ደቂቅ ፡ ምሰለ ፡ አዋልድ ፡ ወእመ
ንቱ ፡ ውሉደ ፡ ለብአሲ ፡ ወበመዓርግሰ ፡ ዳግ
ሚት ፡ ወዘአምድጎሬሃ ፡ አደወርሳ ፡ እንሰት ፡
ወውሉደን ፡ ምሰለ ፡ አጎዋዘን ፡ ወአምሰለ ፡
ውሉደ ፡ አጎዋዘን ።

፩ሺ፻፸፯ መከ ፡ ሸወጃቱ ፡ ወተዋርሰሰ ፡ ደትከላእ ፡
እምአንሰት ፡ እምድጎረ ፡ መዓርግ ፡ ቀዳሚዋ ፡
ወአደረሱ ፡ ውሉደ ፡ አንሰት ፡ ምሰለ ፡ ውሉደ ፡
ተባዕት ፡ ወአደረሱ ፡ ውሉደ ፡ አጎት ፡
ምሰለ ፡ ውሉደ ፡ አጎው ፡ ወኢ ፡ ውሉደ ፡
አጎተ ፡ አብ ፡ ምሰለ ፡ ውሉደ ፡ አጎው ፡ አብ ፡
ወአውሉደ ፡ አጎተ ፡ እም ፡ ምሰለ ፡ ውሉደ ፡
አጎው ፡ እም ።

፩ሺ፻፸፰ ወለአመ ፡ ተፈጸመ ፡ ዘርአ ፡ አቡዎሙ ፡
እምተባዕት ፡ ደአተ ፡ ጊዜ ፡ ደረሱ ፡ አዝርአ
ቲሁ ፡ እለ ፡ ተወልዱ ፡ እምአንሰት ፡ ወእመሃ ፡
ጎልቁ ፡ አዝርአቲሁ ፡ እለ ፡ እምአንሰት ፡ ደአተ
ጊዜ ፡ ደረሱ ፡ ዘርአ ፡ ለእም ።

፩ሺ፻፸፱ ወበከመ ፡ ዘከሩ ፡ በዮኑኔደተ ፡ ፍትሕ ፡
ደረሱ ፡ እምድጎረ ፡ አጎተ ፡ አብ ፡ ዘመዳ ፡
ለእም ፡ ዘውለቱ ፡ አቡሃ ፡ ለእመ ፡ ምወት ፡

ትዮናለች ። ጠሰ ። ሸ ። በየመዓርግ ፡ የተተ
ራረዙ ፡ ዘመዶች ፡ ዘመዓርግ ፡ ውሉ ፡ በአንዱ ፡
በጎኝ ፡ አነርሱ ፡ በትክክል ፡ ይውረሱ ።

፩ሺ፻፸፭ ዘንኛ ፡ ምዕራፍ ። በውሰው ፡ ውሉት ፡ መዓር
ጋት ፡ አሉ ። ገጃኛና ፡ ገጃኛ ። የሚቹ ፡ የሴት ፡
ልጆቹ ፡ ልጆችና ፡ የእጎቶቹ ፡ ልጆች ፡ እንደሚ
ወርሱ ፡ ይናገራል ። መከ ፡ ገጃ ። ወንድሞች ፡
ወይም ፡ የወንድሞች ፡ ልጆች ፡ ወይም ፡ የአባት
ወንድሞች ፡ ወይም ፡ የአባት ፡ የወንድሞች ፡
ልጆች ፡ ባዶኖሩት ፡ ያንጊዜ ፡ የሴቶች ፡ ልጆቹ ፡
ልጆች ፡ ይውረሱት ። ለሴቶች ፡ ልጆቹ ፡ ወራ
ሽች ፡ ልጆች ፡ ባዶኖሯቸው ፡ የእጎቶች ፡ ልጆች ፡
ይውረሱት ።

፩ሺ፻፸፮ ገኛ ፡ ምዕራፍ ። በውሰው ፡ የመዓርጋት
ትርፍ ፡ አለበት ። መከ ፡ ገጃ ። ለሚች ፡ ልጅ ፡
ወይም ፡ ወላጆች ፡ ወይም ፡ ወንድሞች ፡ ወይም
የወንድም ፡ ልጆች ፡ ወይም ፡ የእጎት ፡ ልጅ
ባዶኖሩት ፡ እንግዲህ ፡ የአባቱ ፡ አጎቶች ፡ (እከ
ሰቶች) ፡ ይውረሱት ። የአባቱ ፡ አጎቶች ፡
ባዶኖሩትም ፡ ልጆቻቸው ፡ ይውረሱት ።
ወንዶች ፡ ልጆች ፡ ከሴቶች ፡ ልጆች ፡ ጋራ
የሚተካከሉባት ፡ እንደኛ ፡ መዓርግ ፡ ይች
ናት ። እነርሱም ፡ የሰውየው (የሚቹ) ልጆች
ናቸው ። በውሉተኛዬቲና ፡ ከእርሷም ፡ ቀዋላ
በአለችው ፡ መዓርግ ፡ ግን ሴቶችና ልጆቻ
ቸው ፡ ከወንድሞቻቸውና ፡ ከወንድሞቻቸው
ልጆች ፡ ጋራ ፡ አይወርሱም ።

፩ሺ፻፸፯ መከ ፡ ሸጃ ። መውረሰሰ ፡ ከመጀመሪያው ፡
መዓርግ ፡ በኋላ ፡ ከሴቶች ፡ ደከሰከላል ። የሴ
ቶች ፡ ልጆች ፡ ከወንዶች ፡ ልጆች ፡ ጋራ ፡ አይ
ወርሱም ። የእጎቶች ፡ ልጆችም ፡ ከወንድሞች
ልጆች ፡ ጋራ ፡ የአባት ፡ የእጎቶች ፡ ልጆችም
ከአባት ፡ የወንድሞች ፡ ልጆች ፡ ጋራ ፡ የእጎት
የእጎቶች ፡ ልጆችም ፡ ከእጎት ፡ የወንድሞች
ልጆች ፡ ጋራ ፡ አይውረሱ ።

፩ሺ፻፸፰ ከወንድ ፡ ወገን ፡ የአባታቸው ፡ ዘር ፡ ዘያ
ሉት ፡ ያን ፡ ጊዜ ፡ ከሴቶች ፡ የተወለዱ ፡ ልጆቹ
ይውረሱ ፡ ከሴቶች ፡ ወገን ፡ ያሉት ፡ ልጆች
ዘያልቁ ፡ ያንጊዜ ፡ የእጎት ፡ ልጆች ፡ ይውረሱ ።

፩ሺ፻፸፱ በፍርድ ፡ መጽሐፍ ፡ እንደ ፡ ተናገሩ ፡ ከአባት ፡
አጎቶች ፡ ቀጥለው ፡ የእጎት ፡ ዘመዶች ፡ ይው
ረሱ ። ይኸውም ፡ የሚቹ ፡ እጎት ፡ አባቱ ፡ ነው ።

ወእምድጎሬሁ፡ እመ፡ እመ፡ ወድጎሬሃ፡
 እጎወ፡ እመ፡ እስመ፡ ማእከለ፡ ምዉት፡ ወማ
 እከለ፡ እምኔው፡ ጀቱ፡ ልደታት፡ ወማእከ
 ሌሁ፡ ወማእከለ፡ እጎወ፡ እመ፡ ፎቱ፡ ልደ
 ታት። ወእምድጎረ፡ እጎወ፡ እም፡ ውሉደ፡
 እጎወ፡ እም፡ ተባዕት፡ ወአንስት፡ በከመ፡
 ገብሩ፡ በሥርዓተ፡ ውሉደ፡ እጎወ፡ አብ እም
 ድጎረ፡ እጎወ፡ አብ፡ ወእምድጎረ፡ ውሉደ
 አጋወ፡ እም፡ እጎታ፡ ለእመ፡ ምዉት፡ ወእም
 ድጎሬሃ፡ ውሉደ፡ ዚእሃ፡ ተባዕት፡ ወአንስት፡
 ወእምድጎሬሆሙ፡ አበወ፡ እምኔዋን፡ ወእም
 ድጎሬሆሙ፡ በከመ፡ ቀደመ፡ ዝክሩ።

፩ሺ፫፻፹ መጽ፡ ፲ወጀቱ፡ ወዘለ፡ አልቦቱ፡ ዘይወርሰ፡
 ይኩን፡ ዘጎደገ፡ ለቤተ፡ መገገበ፡ ንዋይ።

፩ሺ፫፻፹፩ ምዕራፍ፡ ፲ወ፩ዱ። በእንተ፡ ተዋርሶተ፡
 ኤዲስቆጶሳት፡ ወመነኮሳት፡ ረስጠጅ፡ ማወ
 ፱ቱ፡ ወይኩን፡ ዕዉቀ፡ ንዋየ፡ ኤዲስቆጶስ፡
 ወለይኩን፡ እመረ፡ ንዋየ፡ ቤተ፡ ክርስቲያን፡
 ከመ፡ ይኩን፡ ሎቱ፡ ሥልጣን፡ ላዕለ፡ ዘኮነ፡
 ሎቱ፡ ከመ፡ ይግበር፡ ቦቱ፡ ዘጎለየ፡ ወያው
 ርሰ፡ ለዘፈቀደ፡ ወእይጎጉል፡ ንዋየ፡ በምክን
 ያተ፡ ንዋየ፡ ቤተ፡ ክርስቲያን።

፩ሺ፫፻፹፪ ወለእመ፡ ኮኑ፡ ሎቱ፡ ለኤዲቆጶስ፡ አዝ
 ማድ፡ ወውሉድ፡ ወዝንቱ፡ ውእቱ፡ ገቢረ፡
 ርትዕ፡ በቅድመ፡ እግዚእብሔር፡ ከመ፡ እይት
 ጎጉል፡ ምንትኒ፡ እምንዋየ፡ ቤተ፡ ክርስቲያን፡
 ወከመ፡ እየሀቦ፡ ለዘፈቀደ፡ ከመ፡ ይትመገብ፡
 ቦቱ፡ ወከመ፡ እየዓምዕዎ፡ ለኤዲስቆጶስ፡ በን
 ዋየ፡ ዚእሁ፡ ወእይትገእዙ፡ ሰብእ፡ ቤቱ፡
 ወእዝማዲሁ፡ ላዕለ፡ ዘኮነ፡ ሎቱ፡ በተመክን
 ዮተ፡ ንዋየ፡ ቤተ፡ ክርስቲያን፡ ወእይኩን፡
 ዝንቱ፡ ዘያመጽእ፡ ጎፍረተ፡ ወጎጎረ፡ ወን
 ውረ፡ እምድጎረ፡ ሞቱ፡ ወዝክረ፡ እኩየ።
 ጠስ፡ ማወ፩ዱ፡ ወከመ፡ ኢይደቁ፡ እዝማዲሁ፡
 ውስተ፡ ጸማ፡ ወእይዕርፍ፡ ላዕሌሁ።

፩ሺ፫፻፹፫ ጠስ፡ ጽወ፱ቱ፡ ወኮሎ፡ ዘእጥረየ፡ ኤዲስ
 ቆጶስ፡ እምቅድመ፡ ይሁየም፡ ኤዲስቆጶስና፡
 ይደልዎ፡ ከመ፡ የሀብ፡ ለዘፈቀደ፡ ከመ፡ ይት
 መገብ፡ ቦቱ፡ ወየእዝዝ፡ ቦቱ፡ ወዘእጥረየስ፡
 እምድጎረ፡ ኤዲስቆጶስናሁ፡ ይኩን፡ ለቤተ፡
 ክርስቲያን፡ ወእይደልዎ፡ ሎቱ፡ ትእዛዝ፡

ከእርሱ፡ ተጥላ፡ የእናቱ፡ እናት፡ ከእርሷ፡ ተጥ
 ሎም፡ የእናቱ፡ ወንድም፡ በሚቸና፡ ባያቱ፡
 መካከል፡ ሁለት፡ ልደቶች፡ እሱና፡ በእርሱና፡
 በእናቱ፡ ወንድም፡ መካከል፡ ሦስት፡ ልደት፡
 እሱና። ከእናት፡ ወንድም፡ ተጥሎ፡ የእናት፡
 የወንድም፡ ልጆች፡ ወንዶችና፡ ሴቶች፡ ከእ
 ባት፡ ወንድም፡ ተጥሎ፡ በእባት፡ የወንድም
 ልጆች፡ ሥርዓት፡ እንዳደረጉ፡ ከእናት፡ የወ
 ንድምች፡ ልጆች፡ ተጥሎ፡ የሚቸ፡ የእናቱ፡
 እጎት፡ ከርሷም፡ ተጥለው፡ ወንዶችና፡ ሴቶች
 ልጆች፡ ከእነርሱም፡ ተጥለው፡ የያቶቻቸው፡
 እባቶች፡ ከእነርሱም፡ ተጥሎ፡ አስቀድሞ፡
 እንደተነገረው፡ ይሁን።

፩ሺ፫፻፹ መጽ፡ ፲፪። ወራሽ፡ የሌለው፡ ሰው፡ የተወው
 ገንዘቡ፡ ለገንዘብ፡ ግምጃ፡ ቤት፡ ይሁን።

፩ሺ፫፻፹፩ ፲፩ኛ፡ ምዕራፍ፡ ሰለ፡ ኤዲስቆጶሳትና፡ ሰለ፡
 መነኮሳት፡ አወራረስ፡ ይናገራል። ረስጠጅ፡
 ማወ፩፡ የኤዲስቆጶስ፡ ገንዘብ፡ የታወቀ፡ ይሁን።
 የቤተ፡ ክርስቲያንም፡ ገንዘብ፡ የታወቀ፡
 ይሁን። የወደደውን፡ ሊያደርግበት፡ ለእርሱ፡
 በሆነው፡ ላይ፡ ሥልጣን፡ ይኖረው፡ ዘንድ፡
 ለወደደውም፡ ያወርሰው፡ ዘንድ፡ በቤተ፡ ክር
 ስቲያንም፡ ገንዘብ፡ ምክንያት፡ ገንዘቡ፡ እንዳ
 ይጠፋበት።

፩ሺ፫፻፹፪ ለኤዲስቆጶስ፡ ዘመዶችና፡ ልጆች፡ ቢኖሩ
 ት፡ የሚገባ፡ ሥራ፡ መሥራት፡ በእግዚአብሔር፡
 ርፈት፡ ይህ፡ ነው። ከቤተ፡ ክርስቲያን፡ ገንዘብ
 እንዳችም፡ እንዳይጠፋ፡ ይበለውም፡ ዘንድ፡
 ለወደደው፡ እንዳይሰጠው፡ ኤዲስቆጶስንም፡
 በገንዘቡ፡ እንዳይበድሉት። ቤተ፡ ሰቦቹና፡
 ዘመዶቹ፡ በቤተ፡ ክርስቲያን፡ ገንዘብ፡ በማመ
 ካኘት፡ ለእርሱ፡ በሆነው፡ ላይ፡ እንዳይከራከሩ
 ይህም፡ ከሞተ፡ በኋላ፡ ኃፍረትን፡ ውርደትን፡
 ነቀፋን፡ ክፉ፡ ስም፡ አጠራርን፡ የሚያመጣ፡
 እንዳይሆን። ጠስ፡ ማወ፩፡ ዘመዶቹም፡ በችጋር፡
 ላይ፡ እንዳይወድቁና፡ እርሱን፡ እንዳይረግ
 ሙት።

፩ሺ፫፻፹፫ ጠስ፡ ጽወ፱፡ ኤዲስቆጶስ፡ ኤዲስቆጶስነት፡ ከመ
 ሾሙ፡ አስቀድሞ፡ ያጠራቀመውን፡ ገንዘብ፡
 ያስተዳድርበትና፡ ያዝዝበት፡ ዘንድ፡ ለወ
 ደደው፡ ሊሰጥ፡ ይገባዋል። ከኤዲስ ቆላጶስ
 ነቱ፡ በኋላ፡ ያጠራቀመው፡ ገንዘብ፡ ግን
 ለቤተ፡ ክርስቲያን፡ ይሁን። ከእርሱ፡ በምንም

አንቀጽ ፡ ፵፪ ።

ከመ ፡ የአዝዝ ፡ በምንትኒ ፡ እምኔሁ ፡ ዘእንበለ ፡
ዘእምጽኡ ፡ ሎቱ ፡ እምርስት ፡ ዘወላድያኒሁ ፡
ወእሳዊሁ ፡ አው ፡ ዘእሳወ ፡ አቡሁ ።

፩ሺ፫፻፹፬ በስ ፡ ጭ ፡ እምከመ ፡ ተሠይመ ፡ ኤዲስቆጶስ ፡
እንዘ ፡ ነዳይ ፡ ውእቱ ፡ ወእምዝ ፡ አጥረዮ ፡
ብዕለ ፡ እምድጎረ ፡ ሢመቱ ፡ ተዐውቀ ፡ ከመ ፡
ዘእጥረዮ ፡ እምንዋዩ ፡ ቤተ ፡ ክርስቲያን ፡
ውእቱ ፡ ወይኩን ፡ እምድጎረ ፡ ሞቱ ፡ ለቤተ ፡
ክርስቲያን ። ወባሕቱ ፡ ውሉዱ ፡ ኢይጎጥኡ ፡
ዘይትወሀብ ፡ ሎሙ ፡ እምንዋዩ ፡ ቤተ ፡ ክርስ
ቲያን ፡ በእንተ ፡ ዘእኮኑ ፡ ድልዋን ፡ እምንዋዩ ፡
ቤተ ፡ ክርስቲያን ። ወፈድፋደስ ፡ እመ ፡ ሀለዉ ፡
ሎቱ ፡ አዝማድ ፡ ጽኑሳን ፡ የሀብዎሙ ፡ ሲሳ
ዮሙ ፡ እምንዋዩ ፡ ቤተ ፡ ክርስቲያን ።

፩ሺ፫፻፹፮ ጠስ ፡ ጭፀቱ ፡ ወዘመንኩስ ፡ እንዘ ፡ ቦቱ
ውሉድ ፡ ይደልዎ ፡ ሎቱ ፡ እምድጎረ ፡ ምንኮ
ስናሁ ፡ ከመ ፡ ይክፍል ፡ ኩሎ ፡ ንዋዮ ፡ ለው
ሎዱ ፡ እምድጎረ ፡ ከፈለ ፡ ለነፍሱ ፡ ፩ዶ ፡ ከፍለ ፡
ዘይክውን ፡ ለምኔት ። ወለእመለ ፡ ሞተ ፡ ዘእን
በለ ፡ ይጽሐፍ ፡ ትእዛዝ ፡ ይንሥኡ ፡ ውሉዱ ፡
አሚሃ ፡ ዘይደልዎሙ ፡ ዘእንበለ ፡ ጽሑፈ ፡ ትእ
ዛዝ ፡ ወእመንቅስ ፡ ይሰመዩ ፡ ወራስያን ፡ ወው
እቱ ፡ ይሰመዩ ፡ ፈልክዶን ፡ ወለዘተርፈስ ፡ የሀ
ብዎ ፡ ለምኔት ። ወለእመስ ፡ አለቦቱ ፡ ውሉድ ፡
ወኢያብእ ፡ ንዋዮ ፡ ውበተ ፡ ምኔት ፡ መላኪ ፡
ውእቱ ፡ በትእዛዙ ። ወእመስ ፡ አብእ ፡ ንዋዮ ፡
ውስተ ፡ ምኔት ፡ ወእመ ፡ ይቤ ፡ ውእቱ ፡ ይባእ ፡
ንዋይዩ ፡ ውስተ ፡ ምኔት ፡ ይኩን ፡ ንዋዮ ፡ ለም
ኔት ፡ በከመ ፡ አዘዘ ፡ ውእቱ ፡ ቅድመ ፡ በዊእቱ ፡
ውስተ ፡ ምኔት ።

፩ሺ፫፻፹፯ ምዕራፍ ፡ ፲ወ፪ቱ ። በእንተ ፡ እግብርት ፡
ወግዑዛን ፡ ኢይረስ ፡ ገብር ፡ ዘእንበለ ፡ በትእ
ዛዝ ፡ ዘያወርሶ ፡ እስመ ፡ ርስትስ ፡ ለአዝማድ ፡
ወለውእቱኒ ፡ ኢይረስዎ ፡ ዘእንበለ ፡ እግዚኡ ፡
እስመ ፡ ንዋይ ፡ ዘእግዚኡ ፡ ውእቱ ፡ ወበእንተ ፡
ዝንቱ ፡ ኢይከውን ፡ እማን ፡ ትእዛዙ ፡ ወኢ ሠይ
ጦቱ ፡ ዘእንበለ ፡ በመባሕተ ፡ እግዚኡ ።

፩ሺ፫፻፹፰ መክ ፡ ጭወቱ ፡ ወለእመ ፡ ፈቀደ ፡ ገብር ፡
እምድጎረ ፡ ግዕዛኑ ፡ ከመ ፡ ያውስብ ፡ እመተ ፡
ወወለደ ፡ እምኒሃ ፡ ውሉደ ፡ እስመ ፡ ሕግን ፡
ትእዝዝ ፡ ከመ ፡ ኢይረሶ ፡ ወልዱ ፡ ዘእምእ

ለለ ፡ ርስት ።

ያዝዝ ፡ ዘንድ ፡ ለእርሱ ፡ ትእዛዝ ፡ አይገባውም ።
ከወላጆቹና ፡ ከወንድሞቹ ፡ ወይም ፡ ከአባቶቹ ፡
ወንድሞች ፡ ርስት ፡ ካመጡለት ፡ ገንዘብ ፡
ካልሆነ ፡ በቀር ።

፩ሺ፫፻፹፱ በስ ፡ ጭ ። ኤዲስቆጶስ ፡ ደጎ ፡ ሳለ ፡ ቢሾም ፡
ከሹመቱ ፡ በኋላ ፡ ሀብት ፡ ቢያበጅ ፡ የሰበሰበ
ውን ፡ ገንዘብ ፡ ከቤተ ፡ ክርስቲያን ፡ ገንዘብ ፡
የተገኘ ፡ እንደሆነ ፡ ታወቀ ። ከሞተ ፡ በኋላ ፡
ለቤተ ፡ ክርስቲያን ፡ ይሁን ። ነገር ፡ ግን ፡ ልጆ
ቹ ፡ ከቤተ ፡ ክርስቲያን ፡ ገንዘብ ፡ የሚገባቸው ፡
ሰላልሆኑ ፡ ከቤተ ፡ ክርስቲያን ፡ ገንዘብ ፡ የሚ
ሰጧቸውን ፡ እይከልከሉ ። ይልቁንም ፡ ችግረ
ኞች ፡ ዘመዶች ፡ ቢኖሩት ፡ ምግባቸውን ፡ ከቤ
ተ ፡ ክርስቲያን ፡ ገንዘብ ፡ ይሰጧቸው ።

፩ሺ፫፻፹፻ ጠስ ፡ ጭፀ ። ልጆች ፡ እያሉት ፡ የመነኩስ
ከምንኩስናው ፡ በኋላ ፡ ገንዘቡን ፡ ሁሉ ፡ ለል
ጆቹ ፡ ሊያካፍል ፡ ይገባዋል ። ለገዳሙ ፡ የሚሆን
ለእራሱ ፡ አንድ ፡ ዕጣ ፡ ከከፈለ ፡ በኋላ ፡ ትእ
ዘን ፡ ሳይጽፍ ፡ ቢሞት ፡ ግን ፡ ያንጊዜ ፡ ልጆቹ ፡
ያለትእዛዝ ፡ ጽሕፈት ፡ የሚገባቸውን ፡ ይው
ሰዱ ። እነርሱም ፡ ወራሾች ፡ ይባላሉ ፡ እርሱም ፡
አውራሽ ፡ ይባላል ። የቀረውን ፡ ግን ፡ ለገዳሙ ፡
ይሰጡት ። ልጆች ፡ ባይኖሩት ፡ ገንዘቡንም ፡
ለገዳሙ ፡ ቢያገባ ፡ ግን ፡ እርሱም ፡ ገንዘቤ ፡
ለገዳሙ ፡ ይግባ ፡ ቢል ፡ ወደ ፡ ገዳም ፡ ኮመግ
ባቱ ፡ እስቀድሞ ፡ እርሱ ፡ እንዳዘዘ ፡ ገንዘቡ ፡
ለገዳሙ ፡ ይሁን ።

፩ሺ፫፻፹፻፲ ፲፪ተኛ ፡ ምዕራፍ ። ነፃ ፡ ሰላልወጡ ፡ ባሮ
ችና ፡ ነፃ ፡ ሰላወጡ ፡ ባሮች ፡ ይናገራል ። በሚ
ያወርሰው ፡ ትእዛዝ ፡ ካልሆነ ፡ በቀር ፡ ባሪያ ፡
አይውረስ ፡ ርስት ፡ ለዘመድ ፡ ነውና ፡ ርሱንም ፡
ከኔታው ፡ በቀር ፡ ሌሎች ፡ አይውረሱት ።
እርሱ ፡ ለኔታው ፡ ገንዘብ ፡ ነውና ። ስለዚህ ፡
ያለኔታው ፡ ፈቃድ ፡ ትእዛዙ ፡ መሸጡም ፡ እው
ነት ፡ እይሆንም ።

፩ሺ፫፻፹፻፳ መክ ፡ ጭፀ ። ባሪያ ፡ ከነፃነቱ ፡ በኋላ ፡ ነፃ ፡
ያልወጣች ፡ ባሪያ ፡ ሊያገባ ፡ ቢወድ ፡ ከእር
ቧም ፡ ልጆች ፡ ቢወልድ ፡ ነፃ ፡ ካልወጣችው ፡
ባሪያ ፡ የተወለደው ፡ ልጅ ፡ እንዳይወርሰው

መት፡ እላ፡ ይኩን፡ ንዋዩ፡ ለእግዚአብሔር፡ ዘእግዓዝ።

ሕጋችን፡ ታዛለችና፡ (ገላ፡ ፬፡ ፱)። ገንዘቡ፡ ነፃ፡ ላወጣው፡ ለጌታው፡ ይሁን፡ እንጂ።

፩ሺ፫፻፳፮ መጅ፡ ጽዕኔ፡ ወከማሁ፡ ወልደ፡ እግዓዝ፡ ዘት፡ ዘተወልደ፡ እምገብር፡ ኢይረሳ፡ ወባሕቱ፡ ይወርሳ፡ ዘይደልዎ፡ ወሪሶታ፡ እምነ፡ እግዓዝያን፡ ወለምታኒ፡ ዘይደልዎ፡ ከፍሉ።

፩ሺ፫፻፳፰ መጅ፡ ጽፅ። እንደዚህኸውም፡ ነፃ፡ ካልወጣው፡ ባሪያ፡ የተወለደ፡ ነፃ፡ የወጣች፡ የባሪያ፡ ልጅ፡ እይውረሳት። ከጌቶቹ፡ ወገን፡ ሊወርሳት፡ የሚገባው፡ ይወርሳታል፡ እንጂ። የባሏንም፡ ድርሻ፡ የሚገባው፡ ይውረሰው።

፩ሺ፫፻፳፱ መክ፡ ፲፮፡ ጠሰ፡ ፱። ወኢይደሉ፡ ለገብር፡ ከመ፡ ይጽሑ፡ ሎቱ፡ ተዋርሶተ፡ እግዚአብሔር፡ ሎቱ፡ እስመ፡ ገብር፡ ንዋይ፡ ወእቱ፡ ለእግዚአብሔር፡ በውሰተ፡ ትእዛዝ።

፩ሺ፫፻፳፱ መክ፡ ፲፮፡ ጠሰ፡ ፱። ለባሪያ፡ የጌታውን፡ መውረስ፡ ሊጽፍለት፡ እይገባም። በሕግ፡ ባሪያ፡ ለጌታው፡ ገንዘብ፡ ነውና።

፩ሺ፫፻፺ ጠሰ፡ ፱፡ ወእመቦ፡ ዘጎደጎ፡ ርስተ፡ ዘፈለሰ፡ ንቦ፡ ቤተ፡ መዛግብት፡ ዘንዋዩ፡ ንጉሥ፡ እምንዋዩ፡ ብእሲ፡ ዘአልቦቱ፡ ዘይወርሶ፡ ወኮነውሰቱቱ፡ እግብርት፡ ያግዕዝዎሙ፡ በጊዜሃ፡ ወይኮኑ፡ ግዑዛነ፡ ወእመኒ፡ ኮነ፡ ኩሉ፡ ዘጎደጎ፡ እግብርት፡ እሙንቱ፡ ያግዕዝዎሙ። ወዘተዐደወ፡ ዘንተ፡ ትእዛዝ፡ ኢይረክብ፡ ግዕዛነ፡ እምጎጣውእሁ።

፩ሺ፫፻፺ ጠሰ፡ ፱፡ ወራሽ፡ ከሌለው፡ ሰው፡ ገንዘብ፡ ወደ፡ ንጉሥ፡ ዕቃ፡ ግምጃ፡ ቤት፡ የተዛወረ፡ ርስትን፡ የተወ፡ ሰው፡ ቢኖር፡ በውስጡም፡ ባርች፡ ቢኖሩበት፡ ወዲያውኑ፡ ነፃ፡ ያውጧቸው። ነፃም፡ የወጡ፡ ይሁኑ። ከተወደዱም፡ ሀብት፡ ወሰጥ፡ ባርች፡ ቢኖሩ፡ ነፃ፡ ያውጧቸው። ይህን፡ ትእዛዝ፡ የተላለፈ፡ ከጋጢአት፡ ነፃነትን፡ እያገኝም።

፩ሺ፫፻፺፩ ወዘተግዕዝሰ፡ ይኩን፡ ተዋርሶተ፡ ንዋዩ፡ በሥርዓተ፡ ፍትሕ፡ ዘከዋነ፡ ተዋርሶ፡ በውሰተ፡ አብጥሊሳት፡ ዘጽ። ወገቱ፡ ወዘይመሰሎ፡ ከመ፡ ወእቱ፡ ይቀውም፡ ሎቱ፡ ጽሑፈ፡ ትእዛዝ። ወእመኒ፡ ኮነ፡ ሎቱ፡ ወራሲ፡ ለሊሁ፡ ይወርስ፡ ወእመስ፡ አልቦቱ፡ ወራሲ፡ ወኮነ፡ ዘእዘዘ፡ ለካልእ፡ እምነ፡ ዘእግዕዞ፡ ይኩን፡ ሳልሰተ፡ እድ፡ ለዘእግዕዞ። ወእመኒ፡ ኮነ፡ በዘየሐጽጽ፡ እምሳልሰተ፡ እድ፡ ይኩን፡ ዘተርፈ፡ ለዘእግዕዞ። ወእመስ፡ ኢእዘዘ፡ ግሙራ፡ ይኩን፡ ኩሉ፡ ወሪሰ፡ ንዋዩ፡ ለዘእግዕዞ፡ ወእመኒ፡ ኮነ፡ ዘግዑዝ፡ ፩ዱ፡ ወእቱ፡ እው፡ ዘይበዝገ፡ እም፩ዱ፡ ወእምዝ፡ ይረስዎ፡ ወራሲያኒሁ፡ ለዘእግዕዞ፡ እምድጎራሁ፡ በእምባነ፡ ዘይወርሱ፡ እምኒሁ።

፩ሺ፫፻፺፩ ነፃ፡ የወጣው፡ ግን፡ በአብጥሊሰ፡ ወሰጥ፡ የውርስን፡ ሁኔታ፡ የሚያስረዳ፡ በፍርድ፡ ሥርዓት፡ የገንዘቡ፡ ውርስ፡ ይሁን። ጽፎ፡ የሚመሰለውም፡ የማዘዣው፡ ደብዳቤ፡ እንደሚጻፍለት ይናገራል። ወራሽ፡ ቢኖረው፡ እርሱ፡ ይወርሳል። ወራሽ፡ ባይኖረው፡ ግን፡ ነፃ፡ ካወጣው፡ ከጌታው፡ ለሌላ፡ ያዘዘ፡ ቢሆን፡ ሦስተኛው፡ እጅ፡ ነፃ፡ ላወጣው፡ ይሁን። ከሦስት፡ እጅ፡ የሚያንስ፡ ቢሆንም፡ የተረፈው፡ ነፃ፡ ላወጣው ይሁን። ፈጽሞ፡ ባይኖርም፡ ግን፡ ገንዘቡን፡ ሁሉ፡ መውረስ፡ ነፃ፡ ላወጣው፡ ይሁን። ነፃ፡ ያወጣው፡ እንድ፡ ቢሆን፡ ወይም፡ ከእንድ፡ የሚበዛ፡ ቢሆን፡ ከዚህ፡ በኋላ፡ ከእርሱ፡ ቀጥሎ፡ ነፃ፡ የወጣውን፡ የሚወርሱት፡ ከእርሱ በሚወርሱት፡ ልክ፡ ይውረሱት።

፩ሺ፫፻፺፪ መክ፡ ጽዕኔ፡ ወዘጸሐፈ፡ ለገብር፡ መጽሐፈ፡ ግዕዛን፡ ወእባዩን፡ ምስለ፡ ርእሱ፡ ወምስለ፡ ንዋዩ፡ ግዑዝ፡ ወእቱ፡ ወለእመስ፡ ኢእሐፈ፡ ዝከረ፡ ንዋዩ፡ ምስለ፡ ግዕዛነ፡ ዚእሁ፡ ባሕቱ፡ ሶበ፡ እግዕዞ፡ ርእሶ፡ ባሕቱቶ፡ ይደልዎሙ። ለወራሲያኒሁ፡ ከመ፡ ይረሱ፡ ንዋዩ።

፩ሺ፫፻፺፪ መክ፡ ጽፅ። ለባሪያው፡ የነፃነት፡ ደብዳቤ፡ የጻፈ፡ ሰው፡ ራሱን፡ ከገንዘቡ፡ ጋራ፡ ቢለይ፡ ነፃ፡ ነው። ራሱን፡ ብቻ፡ ነፃ፡ ያውጣው፡ እንጂ። ከእርሱ፡ ነፃነት፡ ጋራ፡ የገንዘቡን፡ ስም፡ ባይጽፍ፡ ግን፡ ወራሾቹ፡ ገንዘቡን፡ ሊወርሱት፡ ይገባቸዋል።

፩ሺ፫፻፺፫ ምዕራፍ፡ ፲፱፡ ወገቱ፡ በእንተ፡ ዘኢይወርሱ፡ ወዘኢይወርሱዎሙሂ። እለ፡ ኢይወርሱሰ፡ ዘእ

፩ሺ፫፻፺፫ አሥራ፡ ሦስተኛ፡ ምዕራፍ፡ ስለማይወርሱና፡ ስለማይወርሷቸው፡ ይናገራል። ያለማ

ኔንተጽ፡ ማ።

ሰለ፡ ርስት።

ንበለ፡ በጽሐፈ፡ ትእዛዝ፡ እሎ፡ እሙንቲ፡ ዘእ
 ልቦ፡ ማእከሊቦሙ፡ ወማእከላ፡ ምወት፡ ተዘ
 ምዶ፡ ጠባይዓዋ፡ እተዋሰቦ፡ ወእመኒ፡ ዘሎ፡
 ማእከሊቦሙ፡ ወማእከሊቦ፡ ግብረ፡ ተዘምዶ፡
 ዘተሰናእዎ፡ እው፡ ዘሕግ፡ ዘከመ፡ ሐግንዮት፡
 ወእጥባውያት፡ ወዓርካት፡ ወተሐባይያት፡
 በጥምቀተ፡ ክርስትና፡ እው፡ ዘከመ፡ ተዋሰቦ፡
 ዘከመ፡ ምተ፡ እም፡ ወብእሲተ፡ እብ፡ ወእዝ
 ማዶ፡ ምት፡ ወእዝማዶ፡ ብእሲት፡ ወእጎዋቡ፡
 ለወልድ፡ ወእጎቲቡ፡ ወእበዋቦሙ፡ ለእጎው፡
 ወለእጎት፡ ወብእሲተ፡ እጎው፡ ወምታ፡ ለእ
 ጎት፡ ወብእሲታተ፡ ውሉድ፡ ወእምታተ፡ እዋ
 ልድ፡ ወእለሰ፡ እይወርስዎሙ፡ ዘሎ፡ በእንቲ
 እቦሙ፡ ፪ቲ፡ ክፍል።

ዘገ፡ ደብዳቤ፡ የማይወርሱስ፡ እሊህ፡ ናቸው።
 በነርሱና፡ በሚቹ፡ መካከል፡ ሥጋዊ፡ ወይም፡
 የጋብቻ፡ ተዘምዶ፡ የሌላቸው፡ ናቸው። በእነ
 ርሱና፡ በእርሱ፡ መካከል፡ የፍቅር፡ ወይም፡
 የሕግ፡ ዝምድና፡ ቢኖር፡ ይኸውም፡ እን
 ደ፡ ሞግዘቶች፡ ጡት፡ እንደሚያጠቡ፡ እንደ፡
 ወዳጆች፡ ክርስትና፡ እንደተናሱ፡ ወይም፡
 እንደ፡ ጋብቻ፡ ይኸውም፡ እንደ፡ እናት፡ ባል፡
 (እንጀራ፡ እባት)፡ እንደ፡ እባት፡ ሚስት፡
 (እንደ፡ እንጀራ፡ እናት)፡ እንደ፡ ባል፡ ዘመ
 ዶችና፡ እንደ፡ ሚስት፡ ዘመዶች፡ እንደ፡
 ልጅ፡ ወንድሞችና፡ እጎቶች፡ እንደ፡ ወንድ
 ምና፡ እንደ፡ እጎት፡ እባቶች፡ እንደ፡ ወንድም
 ሚስትና፡ እንደ፡ እጎት፡ ባል፡ እንደ፡ ወንድ፡
 ልጆች፡ ሚስቶችና፡ እንደ፡ ሴቶች፡ ልጆች፡
 ባሎች፡ ያሉ፡ ናቸው። የማይወርሷቸው፡ ግን፡
 ስለእነርሱ፡ ሁለት፡ ክፍል፡ እለ።

፩ሺ፫፻ ፺፩ ክፍል፡ ቀዳማዊ፡ ኢይረስ፡ ወእመኒ፡ ተእ
 ዘዘ፡ ሎቲ። ጠስ፡ ሸወቸቲ፡ ለምእመን፡ እይ
 ረሰ፡ ዘእኮነ፡ ምእመን፡ ወእመኒ፡ እዘዘ፡ ሎቲ
 ወእምዝ፡ ወፅእ፡ እምድጎረ፡ ትእዛዙ፡ እምሃዩ
 ማኖት፡ እምቅድመ፡ ነግሐቲ፡ ውእተ፡ ርስተ፡
 ወእመስ፡ ተጠየቀ፡ ተመይጦቲ፡ ጎስ፡ ሃይማ
 ኖት፡ ርትዕት፡ ይደልዎ፡ ክፍለ፡ ዘእሁ፡ እም
 ርስት፡ ወእመኒ፡ ተመይጦ፡ ጎስ፡ ሃይማኖት፡
 ካልእ፡ እምድጎረ፡ ተካፊል፡ ርስተ፡ እይደ
 ልዎ፡ ክመ፡ ይረስ፡ ወለእመኒ፡ ተእዘዘ፡ ሎቲ።

፩ሺ፫፻ ፺፩ እንደኛው፡ ክፍል፡ ቢታዘዝለትም፡ እይው
 ረስ፡ ጠስ፡ ሸ፫። ምንም፡ ቢያዝዝለት፡ ያመ
 ነውን፡ ያላመነው፡ እይውረሰው። ካዘዘለት፡
 በኋላ፡ ይህን፡ ርስት፡ ከመቀበሉ፡ እስቀድሞ፡
 ከሃይማኖት፡ ቢወጣ፡ እይውረስ። ወደቀኖች፡
 ሃይማኖት፡ መመለሱ፡ ቢታወቅ፡ ግን፡ ክርስቲ
 ድርሻው፡ ይገባዋል። ርስቱን፡ ከተካፈለ፡
 በኋላ፡ ወደሌላ፡ ሃይማኖት፡ ቢመለስም፡
 ምንም፡ ቢታዘዝለት፡ ሊወርስ፡ እይገባውም።

፩ሺ፫፻ ፺፮ ሥርዋጽ፡ ወለእመ፡ ኮነ፡ ካህን፡ ዝኩ፡ ዘይ
 ወርስዎ፡ ወወራሲያኒቡ፡ ይኩኑ፡ ምእመናን፡
 ወለእመ፡ እተረከበ፡ እምእዝማዲቡ፡ ምእ
 መን፡ ይኩን፡ ንዋዩ፡ ለቤተ፡ ክርስቲያን፡
 እንተ፡ ኮነ፡ ካህን፡ ውስቴታ፡ ወለእመ፡ እኮነ
 ካህን፡ ወእልቦቲ፡ ወራሲ፡ ወእመ፡ ውእቲ፡
 ምእመን፡ ንዋዩ፡ ያብእ፡ ውስተ፡ መዛግብተ
 ንጉሥ፡ ወቀታሊሁኒ፡ ለዘይወርስዎ፡ እመሂ፡
 በገቢር፡ እው፡ መጠዎ፡ ለዘይቀትሎ፡ ወዘሂ፡
 ይትመክንይ፡ ላዕለ፡ ሕይወቲ፡ እመሂ፡ በሕ
 ምዝ፡ እው፡ በዘይመስሎ፡ ለዝንቲ።

፩ሺ፫፻ ፺፮ ሥርዋጽ፡ ይህ፡ የሚወርሱት፡ ሰው፡ ካህን፡
 ቢሆን፡ ወራሾቹም፡ እማኞች፡ ይሁኑ። ከዘ
 መዶቹ፡ እማኝ፡ ባይገኝ፡ ገንዘቡ፡ እገልጋይ፡
 ለነበረባት፡ ቤተ፡ ክርስቲያን፡ ይሁን። ካህን፡
 ባይሆን፡ ወራሽም፡ ባይኖረው፡ እርሱም፡ እ
 ማኝ፡ ቢሆን፡ ገንዘቡን፡ ከንጉሥ፡ ግምጃ፡ ቤት፡
 ያግቡ። የሚወርሱትንም፡ ሰው፡ የገደለ፡ በገቢ
 ርም፡ (በማድረግም)፡ ቢሆን፡ ወይም፡ ለሚ
 ገድል፡ እሳልፎ፡ ቢሰጠው፡ በመርዝ፡ ወይም፡
 ይህን፡ በሚመስለው፡ በሕይወቲ፡ ላይ፡ ምክ
 ንያት፡ የሚፈልግ፡ እይውረሰው።

፩ሺ፫፻ ፺፮ ክፍል፡ ዳግማዊ፡ በእንተ፡ ዘእይወርሱ፡
 ዘእንዘለ፡ ትእዛዙ፡ ለዘይወርሱ፡ እሎ፡ እሙ
 ንቲ፡ ውሉድ፡ ወእዝማዶ፡ እለ፡ ተወልዶ፡
 እምብእሲት፡ ዘእኮነት፡ ሕጋዊተ፡ በከመ፡
 እቅደምን፡ በእንተ፡ እግብርት፡ ወግዕዛን፡
 ወውሉድ፡ መንዛህልላን፡ እለ፡ ይሚንንዎ፡

፩ሺ፫፻ ፺፮ ሁለተኛ፡ ክፍል፡ ያለአውራሽ፡ ትእዛዝ፡
 ስለማይወርሱት፡ ያናገራል። እሊህም፡ የሕግ፡
 ሚስት፡ ካልሆነች፡ የተወለዱ፡ ልጆቹና፡ ዘመ
 ዶቹ፡ ናቸው። ስለባርኞችና፡ ስለነፃነት፡ እንዳስ
 ቀደምን፡ እርሱንም፡ የሚንቀት፡ ነዝጎላሎች፡
 ልጆች፡ ያም፡ ባይሆን፡ የሚሰድቡት፡ ወይም፡

አንቀጽ ፡ ፵፪ ።

ስለ ፡ ርሰት ።

ሎቲ ፡ ወእመ ፡ እኮ ፡ ይቦርፍም ፡ እው ፡ በወገ
 እቶሙ ፡ እምግብሩ ፡ ኅበ ፡ ግብር ፡ ሕሥምት ፡
 ዘከመ ፡ ግብረ ፡ ተውኔት ፡ ወሥራይ ፡ ወእለ ፡
 ይዜምዉ ፡ በብእሲቱ ፡ ለዘያወርሰ ፡ እው ፡ በወ
 ለቱ ፡ እው ፡ በእኅቱ ፡ እው ፡ በእሙ ፡ ወእለሂ ፡
 ያሰተዋድዶም ፡ በዘያጎጉሉ ፡ ንዋዮ ፡ ኢይረሱ ፡
 ዘእንበለ ፡ በጽሐፈ ፡ ትእዛዙ ፡ ለዘያወርሰ ።
 ወእንተሂ ፡ ተወለበት ፡ እምቅድሙ ፡ ፍጻሜ ፡
 ኑልቀ ፡ ዘተወሰነ ፡ ላቲ ፡ በሕግ ፡ ወዘሂ ፡
 ኅብእ ፡ ጽሐፈ ፡ ትእዛዝ ፡ በከመ ፡ ቀደመ ፡
 ወተነግረ ፡ በእንቀጽ ፡ እውሰቦ ፡ ወለእሉ ፡
 ዙሎሙ ፡ ይደልዎ ፡ ለእውራሲ ፡ ከመ ፡ ይሰድ
 ዶሙ ፡ እምርሰቱ ፡ ዘይወርሱ ፡ በበመጻገ
 ዮሙ ።

ከፈቃዱ ፡ ወደ ፡ ከፋ ፡ ሥራ ፡ በመውጣታቸው ፡
 ይኸውም ፡ እንደ ፡ ዘፈንና ፡ እንደ ፡ ሥራይ ፡
 ሥራ ፡ ያለ ፡ ነው ። በእውራሹ ፡ ሚስት ፡ ወይም
 በልጁ ፡ ወይም ፡ በእኅቱ ፡ ወይም ፡ በእናቱ ፡
 የሚሰበኑ ፡ ገንዘቡንም ፡ በሚያጠፉ ፡ ገንዘብ ፡
 የሚከሱት ፡ ያለ ፡ እውራሽ ፡ የማዘዣ ፡ ደብ
 ዳቤ ፡ እይውረሱ ። በሕግ ፡ ከተወሰነላት ፡ የቀ
 ጥር ፡ ፍጻሜ ፡ እስቀድማ ፡ ያገባች ፡ ሴት ፡ የማ
 ዘዣውንም ፡ ደብዳቤ ፡ የደበቀ ፡ አስቀድሞ ፡
 በጋብቻ ፡ እንቀጽ ፡ እንደተነገረ ፡ እውራሽ ፡
 እነዚህን ፡ ሁሉ ፡ በየመጻገጋቸው ፡ ከሚወር
 ሱት ፡ ከርሰቱ ፡ ሊያባርራቸው ፡ ይገባዋል ።

፩ሺ፻፶፯ ጠሰ ፡ ሻወ፣፡ ወወልድ ፡ መንዛህልል ፡ ዘይ
 ዘብጥ ፡ ወላድያኒሁ ፡ ወይፀርፎሙ ፡ ወትረ ፡ ወየ
 ሐምዮሙ ፡ በጉሕሉት ፡ ወያሐምሞሙ ፡ በእበ
 ሳሁ ፡ ወኢይትኤዘዝ ፡ ሎሙ ፡ እው ፡ ያመጽእ ፡
 ሳዕሌሆሙ ፡ ዓጸባ ፡ ዘይወሰዶሙ ፡ ኅበ ፡ ሕዝብ ፡
 እለ ፡ ኢኮት ፡ ምእመናን ፡ እው ፡ ያሰተዋድዮሙ
 ውደዑት ፡ ከመ ፡ ያብጽሐሙ ፡ ኅዘ ፡ ዕዳ ፡ ዘዘዚ
 እሁ ፡ እው ፡ ለእመ ፡ ረከቦሙ ፡ ለእበዋሁ ፡
 ደዌ ፡ ዘዘልፍ ፡ እው ፡ ሶበ ፡ ረበዑ ፡ ወደከሙ ፡
 እመ ፡ ኢጽሕቀ ፡ ሎሙ ፡ ለተራድእቶሙ ፡ በእ
 ምጣን ፡ ከሂሎቱ ፡ እው ፡ ሶበ ፡ ኮን ፡ በ፩ዱ ፡
 እምኔሆሙ ፡ ተሞቅሐ ፡ እው ፡ ምንዳቤ ፡ ወጎ
 ሠሠ ፡ ኅበ ፡ ወልዱ ፡ ከመ ፡ ይትሐበዮ ፡ ወኢተ
 ወከፈ ፡ ቃሎ ፡ እንዘ ፡ ውእቱ ፡ ወልዱ ፡ ተባ
 ዕት ፡ እው ፡ ከልእመ ፡ ለወላድያኒሁ ፡ በትዕግ
 ልት ፡ እምገቢረ ፡ ትእዛዝ ፡ እው ፡ ደመረ ፡
 ነፍሶ ፡ ምሰለ ፡ መንዛህልላን ፡ ዘእንበለ ፡ ምክረ
 ወላድያኒሁ ፡ ወበኩሉ ፡ ዘይመሰሎ ፡ ለዝንቱ ፡
 ወቆመ ፡ በዘከመዝ ፡ ፍኖት ፡ ኢይሰመይ ፡
 እቡሁ ፡ ሎቲ ፡ ወኢይትኤን ፡ ወልዶ ፡ ውእቱ ፡
 በዝንቱ ፡ እርእያ ።

፩ሺ፻፶፯ ጠሰ ፡ ሻወ፣፡ ወላጆቹን ፡ የሚማታ ፡ ዘወት
 ርም ፡ የሚሰድባቸው ፡ በተንኮልም ፡ የሚያማ
 ቸው ፡ በበደሉም ፡ የሚያሰዝናቸው ፡ የማይታዘ
 ዝላቸው ፡ ወይም ፡ እማንያን ፡ ወደእልሆኑ ፡
 ወገኖች ፡ የሚወሰድ ፡ ጭንቅ ፡ የሚያመጣባ
 ቸው ፡ ወይም ፡ ልዩ ፡ ልዩ ፡ ወደሆነ ፡ ዕዳ ፡ ሊያ
 ደርሳቸው ፡ ነገር ፡ የሚሠራባቸው ፡ ነዘንላል ፡
 ልጅ ፡ ወይም ፡ እባቶቹን ፡ የዘወትር ፡ ደዌ ፡
 ቢያገኛቸው ፡ ወይም ፡ ባረጁና ፡ በደከሙ ፡ ጊዜ ፡
 እነርሱን ፡ ለመርዳት ፡ በተቻለው ፡ መጠን ፡ ባይ
 ተጋ ፡ ወይም ፡ ከእነርሱ ፡ በእንዱ ፡ እሥራት ፡
 ወይም ፡ መከራ ፡ ቢሆንበትና ፡ ልጁ ፡ እንዲዋ
 ሰው ፡ ቢፈልግ ፡ ወንድ ፡ ልጁ ፡ ሲሆን ፡ ቃሉን ፡
 ባይቀበለው ፡ ወይም ፡ ወላጆቹን ፡ በጋይል ፡ ትእ
 ዛዝ ፡ ከማድረግ ፡ ቢከለክላቸው ፡ ወይም ፡ ያለወ
 ላጆቹ ፡ ፈቃድ ፡ ራሱን ፡ ከነዘንላሎች ፡ ጋራ ፡
 ፩ ፡ ቢያደርግ ፡ ይህን ፡ በመሰለው ፡ ሁሉ ፡ በእን
 ደዚህ ፡ ያሰ ፡ መንገድ ፡ ቢጸና ፡ ለእርሱ ፡ እባቱ ፡
 እይባል ። እርሱም ፡ በዚህ ፡ ዓይነት ፡ ልጁ
 እይሁን ።

፩ሺ፻፶፰ ወበእምሳለ ፡ ዝንቱ ፡ ይኩን ፡ በደቶን ፡ ለወ
 ለት ፡ ወለእኅት ፡ ወለእም ፡ ወካልእተዮን ፡ ሶበ ፡
 ተዶመራ ፡ ምሰለ ፡ ዘማውያን ፡ እው ፡ ሶበ ፡ ፈተዶ ፡
 ፩ዱ ፡ እምወላድያን ፡ ከመ ፡ ያሰተዋሰብ ፡ ወለቶ ፡
 እው ፡ ወለተ ፡ ወልዱ ፡ ወወሀዛ ፡ ትልወተ ፡ በእ
 ምጣን ፡ ከሂሎቱ ፡ ወእበየት ፡ ወፈቀደት ፡ ግብረ
 ዘያሰተጋፍር ፡ እው ፡ ዐብደ ፡ ፩ዱ ፡ እምወላድ
 ያን ፡ ወኢይጽሕቁ ፡ ቦቲ ፡ ውሎድ ። እው ፡ መን
 ፈቀሙ ፡ እው ፡ ለእመ ፡ እልቦቱ ፡ ውሎድ ፡ ወጸ

፩ሺ፻፶፰ ለሴት ፡ ልጅ ፡ ለእኅትም ፡ ለእናትም ፡ ለሌሎ
 ቻቸውም ፡ ከዘማውያን ፡ ጋራ ፡ እንድ ፡ ቢሆኑ ፡
 በዚህ ፡ እምሳል ፡ መባረራቸው ፡ ይሁን ። ወይም
 ከወላጆች ፡ እንዱ ፡ ሴት ፡ ልጁን ፡ ወይም ፡ የወ
 ንድ ፡ ልጁ ፡ ሴት ፡ ልጅን ፡ ሊደር ፡ ቢወድና ፡
 የተቻለውን ፡ ያህል ፡ ትልወት ፡ ቢሰጣት ፡
 እንቢ ፡ ብትልም ፡ የሚያሳፍር ፡ ሥራም ፡ ብት
 ወድ ፡ ወይም ፡ ከወላጆች ፡ እንዱ ፡ አእምሮውን
 ቢያጣ ፡ ልጆቹም ፡ በሙሉ ፡ ወይም ፡ እኩሌ

አንቀጽ ፡ ፵፪ ።

ሰለ ፡ ርስት ።

ውዑ ፡ በእንተ ፡ ጸሕቅ ፡ ዘኢኮኑ ፡ እምእዝማዲሁ ፡
እለ ፡ ይወርሰዎ ፡ ዘእንበለ ፡ ትእዛዝ ፡ ወኢጽሕቁ ፡
ቦቱ ፡ ወእምዝ ፡ ሠነዩ ፡ ተፈልሠቱ ፡ እምደዌሁ ፡
ቦቱ ፡ ሥልጣን ፡ እምድኅረ ፡ ዝነቱ ፡ ሶበ ፡ ፈታደ ፡
ከመ ፡ ይጽሕፍ ፡ ትእዛዝ ፡ በዘይሬስዮሙ ፡ ለው
ሉድ ፡ እው ፡ ለእዝማዲሁ ፡ እለ ፡ ተነዩደዎ ፡
በጊዜ ፡ ምንዳቤሁ ፡ ሰዱዳን ፡ እምነ ፡ ርስቱ ፡
ፍዳ ፡ ዘከሕዱ ፡ ጸጋሁ ።

ቶቹ ፡ ባያሰቡለት ፡ ወይም ፡ ልጆች ፡ ባይኖሩት ፡
ያለትእዛዝ ፡ ከሚወርሱት ፡ ከዘመዶቹ ፡ ያልሆ
ኑትን ፡ ስለችግሩ ፡ ቢጠራ ፡ ባይተገላት ፡ ከዚህ ፡
በኋላ ፡ ከደዌው ፡ መለየቱ ፡ ቢያምር ፡ (ቢድን) ፡
ከዚህ ፡ በኋላ ፡ በመከራው ፡ ጊዜ ፡ ቸል ፡ ያሉ
ትን ፡ ልጆቹን ፡ ወይም ፡ ዘመዶቹን ፡ ከርስት ፡
የተነቀሉ ፡ በሚያደርጋቸው ፡ ገንዘብ ፡ ትእዛዝ
ሊጽፍ ፡ ቢወድ ፡ ሥልጣን ፡ እለው ። ስጦታ
ዉን ፡ ስለካዱ ።

፩ሺ፫፻፺፱ ወለእመ ፡ ርእዮ ፡ ፩ዱ ፡ ነኪር ፡ በደዌሁ ፡
ወእዝማዲሁ ፡ እንዘ ፡ ይትኔዩደዎ ፡ ወተራጎ
ርኅ ፡ ላዕሌሁ ፡ ወፈቀደ ፡ ከመ ፡ የሐሊ ፡ ቦቱ ፡
ደንግሮሙ ፡ ከመ ፡ ይሰተብዎ ፡ ወያሰተሐምሙ
ሎቱ ፡ ወእመ ፡ ኢተሠጥውዎ ፡ ወንሥእ ፡ ውእቱ ፡
ነኪር ፡ ኅዘ ፡ ማኅደሩ ፡ ወተዐውቀ ፡ ከመ ፡
ውእቱ ፡ እሰተዋዕለ ፡ ሲላዮ ፡ እምንዋዩ ፡ እስከ ፡
ሶለተ ፡ ሞቱ ፡ ይደልዎ ፡ ሎቱ ፡ ከመ ፡ ይባእ ፡
ውሰተ ፡ ርስቱ ፡ ከመ ፡ ፩ዱ ፡ እምድልዋን ፡ ለው
ሪሶቱ ።

፩ሺ፫፻፺፱ በሕማሙ ፡ ጊዜ ፡ ዘመዶቹ ፡ ቸል ፡ ሊሉት ፡
እንድ ፡ ባዕድ ፡ ሰው ፡ እይቶ ፡ ሊራራሰትና ፡
ሊያሰብለት ፡ ቢወድ ፡ እንዲጠብቁትና ፡ እንዲ
ተገላት ፡ ይንገራቸው ። ባይቀበሉት ፡ ግን ፡ ያ ፡
ባዕድ ፡ ሰው ፡ ወደ ፡ ቤቱ ፡ ቢወስደውና ፡ እስከ
ሚሞትበት ፡ ቀን ፡ ድረስ ፡ ለምግቡ ፡ ከገንዘቡ ፡
እንዳወጣጣለት ፡ ቢታወቅ ፡ ሊወርሱት ፡ ከሚ
ገባቸው ፡ ሰዎች ፡ እንደ ፡ እንዱ ፡ ከርስቱ ፡
መግባት ፡ ይገባዋል ።

፩ሺ፬፻፱ ዓዲ ፡ ለእመ ፡ ረከበ ፡ ለ፩ዱ ፡ እምወላድያን ፡
ሰደት ፡ ወተሞቅሖ ፡ ወኢዮፍጠኑ ፡ ውሉዱ ፡
ነሎሙ ፡ እው ፡ መነፈቆሙ ፡ በእንተ
አድገኖቱ ፡ በእምጣን ፡ ከሂሎቶሙ ፡ ይደል
ዎኬ ፡ ሎቱ ፡ እምድኅረ ፡ ድኅን ፡ ከመ ፡ ያሰተጸ
ንሶ ፡ ላዕሌሆሙ ፡ ከሒደ ፡ በጽሒፈ ፡ ትእዛዙ ፡
ወኢይደልዎ ፡ ከመ ፡ ያውርሰሙ ፡ ወለእመ ፡
ኢያድኅንዎ ፡ እምነ ፡ ሙቃሔ ፡ በተነዩዮ
ቶሙ ፡ ወሶበ ፡ ሞተ ፡ በሙቃሔ ፡ ኢይሪሰዎ ፡
እንከ ፡ በእንተ ፡ ተነዩዮቶሙ ። ወይኩን ፡
ርስቱ ፡ ለቤተ ፡ ከርሰተያን ፡ ወይትወሀብ ፡
ለመድኃኒተ ፡ ሙቁሐን ፡ እሰኩ ፡ ይከውኑ ፡ በዘ
ይድኅኑ ፡ ቦቱ ፡ እልክቱ ፡ ይትወሀብ ፡ በጸሕቅ ፡
ለመድኃኒተ ፡ ካልእን ።

፩ሺ፬፻፱ ዳግመኛም ፡ ከወላጆቹ ፡ እንዱን ፡ ሰደትና ፡ እሥ
ራት ፡ ቢያገኘው ፡ ልጆቹ ፡ ሁሉ ፡ ወይም ፡ እኩ
ሌቶቹ ፡ በተቻላቸው ፡ መጠን ፡ እርሱን ፡ ለማ
ዳን ፡ ባይፋጠኑ ፡ ከዳን ፡ በኋላ ፡ ትእዛዙን ፡ በመ
ጻፍ ፡ እነርሱን ፡ መካዱን ፡ ሊያጻፍ ፡ ይገባዋል ።
ሊያወርሳቸውም ፡ እይገባውም ። ቸል ፡ በማለ
ታቸው ፡ ከእሥራቱ ፡ ባያድኑት ፡ ስለቸልተኛነ
ታቸው ፡ በእሥራት ፡ ቢሞት ፡ እይውረሱት ።
ርሰቱም ፡ ለቤተ ፡ ከርሰተያን ፡ ያሁን ። እነር
ሱም ፡ በእርሱ ፡ የሚደኑበት ፡ እሰኪሆኑ ፡
ድረስ ፡ ለእሥረኞች ፡ መድኃኒት ፡ ሁኖ ፡
(መፈቻ) ፡ ይሰጥ ። ለሌሎችም ፡ መድኃኒትነት ፡
በትጋት ፡ ይሰጥ ።

፩ሺ፬፻፳ ወለእመ ፡ ኮን ፡ ሙቁሕ ፡ ዘእልቦቱ ፡ ውሉድ ፡
ወኮን ፡ ሀኬት ፡ እምካልእኒሆሙ ፡ ለእለ ፡ ይበ
ውሉ ፡ ውሰተ ፡ ርስቱ ፡ እንበለ ፡ ትእዛዝ ፡ ወተ
ሃከዩ ፡ ለአድገኖቱ ፡ እስከ ፡ ይመውት ፡ በሙ
ቃሔሁ ፡ እያሀቡ ፡ ርስቶ ፡ ሰፊዱ ፡ እምእለ ፡
ተሀከዩ ፡ ግብር ፡ ወእመሂ ፡ ኮን ፡ ዘጸሐፈ ፡
ሎሙ ፡ እምቅድመ ፡ ሙቃሔሁ ።

፩ሺ፬፻፳ እሥረኛው ፡ ልጆች ፡ የሌሉት ፡ ቢሆን ፡ ያለ ፡
ትእዛዝ ፡ ወደ ፡ ርስቱ ፡ ከሚገቡት ፡ ከሌሎቹ ፡
ስንፍና ፡ ቢሆን ፡ በእሥራቱ ፡ እስኪሞት ፡
ድረስ ፡ እርሱን ፡ ለማዳን ፡ ቸል ፡ ቢሉ ፡ ከመታ
ሠሩ ፡ በሬት ፡ የጸፈላቸውም ፡ ቢሆን ፡ ሥራዉ
ን ፡ ቸል ፡ ካሉት ፡ ወገን ፡ ለእንዱስ ፡ እንኳ ፡
ርሰቱን ፡ እይሰጡ ።

፩ሺ፬፻፳ ወይጽናሰ ፡ ካዕቢ ፡ ዝነቱ ፡ ነገር ፡ ውሰተ ፡
ነኪር ፡ ዘእቀመ ፡ ሎቱ ፡ ሙቁሕ ፡ እምቅድመ ፡
ተሞቅሖቱ ፡ ይኩን ፡ ወራሴ ። ወኖሁ ፡ እእመሪ ፡

፩ሺ፬፻፳ ዳግመኛም ፡ ይህ ፡ ነገር ፡ ወራሽ ፡ ይሆን ፡ ዘንድ
ከመታሠሩ ፡ እስቀድሞ ፡ እሥረኛው ፡ የወሰነ
ለት ፡ በባዕድ ፡ ሰው ፡ ላይም ፡ ይጽፍ ። መታ

አንቀጽ ፡ ፵፪ ።

ዘንተ ፡ ወተወረገ ፡ ጸሐቀ ፡ ለአድንኖቲ ፡ እምነ ፡
ሙቃሐሁ ፡ ይከውን ፡ ዝንቲ ፡ ዮንጌ ፡ ድልው
ዙቲ ፡ እመ ፡ ኮነ ፡ ዘኅለፈ ፡ ዓመታቲሁ ፡ እምነ
ወጃቲ ፡ ዓመት ።

፩ሺ፬፻፲፫ ወነሱ ፡ ዘተሠይጠ ፡ አምንዋዩ ፡ ለቤዛ ፡ ዘእሁ
እመኒ ፡ በእኅዘ ፡ እው ፡ በልቃሕ ፡ ለዝንቲ ፡
ሠናይ ፡ ወጽኑዕ ፡ ንቢሮቲ ፡ ወይደልዎ ፡ ለዘይገ
ብእ ፡ እምነ ፡ ሙቃሐ ፡ ከመ ፡ ይፍዲ ፡ ወይደ
ልዎ ፡ አግብእታ ፡ እሰመ ፡ ኮነ ፡ በአንተ ፡ መድ
ኃኒቲ ፡ ወዘቀዳተ ፡ ዘእሁ ።

፩ሺ፬፻፲፬ ወሶበሂ ፡ ወሀበ ፡ ወራሲ ፡ ለአውራሲሁ ፡ ፈውሱ ፡
ዘይማሰን ፡ ልበ ፡ አው ፡ ሰአሎ ፡ ከመ ፡ ይርድእ ፡
ወራሲ ፡ ለዘይወርሶ ፡ እንዘ ፡ ይትከሀሎ ፡ ተራድ
ኦቲ ፡ ወኢረድእ ፡ እሰከ ፡ ይመውት ፡ እው ፡
ተእሰረ ፡ ኢይረሰ ፡ ወእይንግእ እምዘ ፡ እዘዘ ፡
ቡቲ ፡ ሎቲ ፡ እምድንረ ፡ ዝንቲ ። ወእመሰ ፡
ኮነ ፡ ወራሲ ፡ ዘእይትከሀሎ ፡ ከመ ፡ ይርድእ ፡
በእንተ ፡ ከዋኖቲ ፡ በሃመ ፡ ወጽሙመ ፡ እው ፡
ድወዩ ፡ አው ፡ ሀብደ ፡ ኢይክልእዎ ፡ ርሱቶ ።

፩ሺ፬፻፲፭ ወነሱ ፡ ዘተዘከረ ፡ እምዘ ፡ ይደልዎሙ ፡ ለው
ሉድ ፡ በእንተ ፡ እዘዋሆሙ ፡ ይደልዎሙ ፡ ለአ
በው ፡ በእንተ ፡ ውሉዎሙ ፡ በእምሳሌዎሙ ፡
ወፍትሕ ፡ ዘልሙ ፡ ላሰለ ፡ ነሱ ፡ ወራሲ ፡ ወለዘ
ይወርሶ ፡ ከይሁ ፡ ምስለ ፡ ነሱሙ ፡ ወራሲያን ፡
እመ ፡ ኢጸንዐ ፡ ምክንያተ ፡ ከለእ ፡ ዘወረሰ ፡
ወውእቲ ፡ እምድንረ ፡ ኮነ ፡ ግብረ ፡ ትእዛዝ ፡
እመሂ ፡ ለዘመድ ፡ እው ፡ ለነኪር ።

፩ሺ፬፻፲፮ ወዘንደገ ፡ ሎቲ ፡ ዘእንበለ ፡ ዘይደልዎ ፡ በው
ሰተ ፡ ሕግ ፡ ወዘእይደልዎ ፡ ለተዋርሶ ፡ ወካ
ልእ ፡ ዘተዘከረ ፡ ለዘማውያን ፡ ወተነግረ ፡
ዝንቲ ፡ በአብጥሊሳት ፡ ወእለሂ ፡ ይመስልዎሙ ፡
ድሙራን ፡ በላሰለዎሙ ።

፩ሺ፬፻፲፯ ወመትልወ ፡ ዝንቲ ፡ ዘኮነ ፡ በእስተማሰሎ ፡
ወእይትአመር ፡ ግብሩ ። ወዝንቲኒ ፡ ይትከ
ራል ፡ ኅዘ ፡ ቺቲ ፡ እክፋል ፡ ፩ዱ ፡ እምነሆሙ ፡
ለአመ ፡ ሞቲ ፡ ቺቲ ፡ እምወራሲያን ፡ እው ፡ ቺቲ
በውሰተ ፡ ንገድ ፡ እው ፡ በታሕተ ፡ በት ፡ ዘወ
ድቀ ፡ ላሰለዎሙ ፡ እው ፡ በተሰጥሞ ፡ ባሕር ፡
እው ፡ በዋዕዩ ፡ እሳት ፡ እው ፡ ለእመ ፡ ሞቲ ፡
መንፈቆሙ ፡ በዘከመዝ ፡ ወመንፈቆሙኒ ፡ በዘ
እኒነ ፡ ከማሁ ። ወፈድፋድሰ ፡ ለእመ ፡ እተዐ
ውቀ ፡ መኑ ፡ እምነሆሙ ፡ ዘሞተ ፡ ወመኑ ፡ ዘተ
ርፈ ፡ እምድንረ ፡ ካልኡ ፡ ኢይረሰዎ ፡ ለ፩ዱ ፡

ሰለ ፡ ርሱት ።

ሠሩን ፡ ዐውቆ ፡ ከእሥራቲ ፡ ለማዳን ፡ መትጋ
ትን ፡ ቸል ፡ ቢል ፡ ዕድሜው ፡ ከእሥራ ፡ ሰም
ንት ፡ ዓመት ፡ በላይ ፡ ከሆነ ፡ ይህ ፡ ፍርድ ፡ በእ
ርሱም ፡ ላይ ፡ የተገባ ፡ ይሆናል ።

፩ሺ፬፻፲፮ ለእርሱ ፡ ቤዛ ፡ ከገንዘቡ ፡ የተሸጠው ፡ ሁሉ ፡
በመያዣ ፡ ወይም ፡ በብድር ፡ ቢሆን ፡ ይህ ፡ መደ
ረጉ ፡ መልካም ፡ የጸናም ፡ ነው ። ከእሥራት ፡ የተመ
ለሰውም ፡ ሰው ፡ ሊክፍል ፡ ይገባዋል ። እርሷንም
መመለስ ፡ ይገባዋል ። እርሱን ፡ ለማዳንና ፡
ስለእርሱ ፡ ጥቅም ፡ ተደርጓልና ።

፩ሺ፬፻፲፱ ወራሽ ፡ ለእውራሹ ፡ ልብ ፡ የሚያጠፋ ፡ መድ
ኃኒት ፡ ቢሰጠው ፡ ወይም ፡ ወራሽ ፡ እውራ
ሹን ፡ እንዲረዳው ፡ ቢለምነውና ፡ ሊረዳው ፡ ሲ
ቻለው ፡ እስኪሞት ፡ ድረስ ፡ ባይረዳው ፡
ወይም ፡ ቢታሠር ፡ አይውረስ ። ከዚህም ፡ በኋላ
ያዘዘለትን ፡ ገንዘብ ፡ አይውሰድ ። ወራሽ ፡ ዲዳ ፡
ደንቆር ፡ ወይም ፡ በሽተኛ ፡ ወይም ፡ ዕብድ ፡
በመሆኑ ፡ ምክንያት ፡ ሊረዳው ፡ የማይችል ፡
ቢሆን ፡ ግን ፡ ርስቱን ፡ እይክልክለት ።

፩ሺ፬፻፳፩ ልጆች ፡ ለአባቶቻቸው ፡ ሊያደርጉት ፡ ከሚገባ
ቸው ፡ የተነገረው ፡ ሁሉ ፡ አባቶችም ፡ ሰለ ፡
ልጆቻቸው ፡ በምሳሌያቸው ፡ ይገባቸዋል ።
በወራሽ ፡ ሁሉ ፡ ላይና ፡ ከወራሾችም ፡ ሁሉ ፡
ጋር ፡ እርሱን ፡ ስለሚወርሰው ፡ ፍርድ ፡ እለ ፡
ከውርስ ፡ የመክልከል ፡ ምክንያት ፡ ካልጸና ፡
ይኸውም ፡ ለዘመድ ፡ ወይም ፡ ለባዕድ ፡ ቢሆን ፡
የትእዛዝ ፡ ሥራ ፡ ከሆነ ፡ በኋላ ፡ ነው ።

፩ሺ፬፻፳፮ በሕግ ፡ ለመውረስ ፡ ከሚገባውና ፡ ከማይገባው
በቀር ፡ የተወለትም ፡ ለዘማውያን ፡ የተነገረው ፡
ሌላውም ፡ ይህ ፡ በአብጥሊሳት ፡ ተነግሯል ።
የሚመስሏቸውም ፡ በእነርሱ ፡ ላይ ፡ ተጨም
ረዋል ።

፩ሺ፬፻፳፯ ይህንም ፡ የሚከተለው ፡ ሥራው ፡ የማይታ
ወቅ ፡ በማሰመስል ፡ የሆነ ፡ ነው ። ግብሩም
አይታወቅም ፡ ይህም ፡ ከሁለት ፡ ከፍል ፡ ይከ
ረላል ። ከነዚህም ፡ እንደ ፡ ከወራሾች ፡ ሁለቱ ፡
ወይም ፡ ሦስቱ ፡ እሩቅ ፡ መንገድ ፡ በመሄድ ፡
ወይም ፡ በላያቸው ፡ ቤት ፡ ፈርሶ ፡ ተጭኗ
ቸው ፡ ወይም ፡ በባሕር ፡ ውስጥ ፡ በመሰጠም ፡
በእሳት ፡ ቃጠሎ ፡ ቢሞቱ ፡ ወይም ፡ እኩሌቶቹ ፡
በእንደዚህ ፡ ባለ ፡ እደጋ ፡ እኩሌቶቹም ፡ አንደ
ዚህ ፡ ባልሆነ ፡ እደጋ ፡ ቢሞቱ ፡ ይልቁንም ፡
ከእነርሱ ፡ የሞተው ፡ ግን ፡ እንደሆነ ፡ ከሌላ

አንቀጽ : ፵፫ =

ሰለ : ፳፯ =

ወለካልእ : እያረሰዎሙ : ለሁሉሙ : ዘእን
ዘለ : እለ : ይደልዎሙ : ይረሱ : ኪያው : እም
ሕያዋን : ወእኮ : እምወታን : እለ : እተዐ
ውቀ : ዘላዌሆሙ : በቀዲም : ወበተድጎሮ =

ውም : በኋላ : የቀረ : ማን : እንደሆነ : ሳይታ
ወቅ : እንዲንና : ሁለተኛውን : አይውረሱት =
በመቅደምና : በመከተል : መኖራቸው : ካልታ
ወቀ : ከሙታን : ወገን : ያይደለ : ከሕያዋን :
ወገን : እርሱን : ሊወርሱት : ከሚገባቸው :
በቀር : ሁሉንም : አይውረሱት =

፩ሺ፬፻፳ ወካልእ : ከፍል : ዘይከልእ : እምተሁብሎ :
ላሰለ : ንዋዮሙ : ለእለ : እተጠየቀ : ሀልዎ
ቶሙ : እንዘ : ይትወላወሎ : በእንተእሆሙ :
ዘከመ : ሙቱሕ : ወዘነገደ : ወፈድፋደሰ : ለዘ
ተነገሎ : ዘሆሎ : እያክፍል : ንዋዮ : ዘሀለወ :
እንበለ : ያቅም : ጥያቄ : በእንተ : ሞቱ : አው :
ለእመ : ኅሰፈ : ኑነ : ዕድሜው : ዘንግደቱ :
ወፈታሕ : ይፍታሕ : ከመ : ዘነበረ : መጠነ :
ዝንቱ : ዕድሜ : እያሕዩ =

፩ሺ፬፻፳ ፪ኛ : ከፍል = መኖራቸው : ያልተረጎጠላቸ
ውን : ስዎች : ገንዘብ : ስለእነርሱ : እየተጠራ
ጠፋ : ከመደፋፈር : የሚከለክል : ነው : ይኸ
ውም : እንደእሥረኛ : እሩቅ : አገር : እንደሃይ :
ስውም : ያለ : ነው : ይልቁንም : ወሬው : የታ
ጣውን : ስው : ስለሞቱ : እርግጡን : ሳያስረዳ :
በአገር : ያለ : ሰው : ገንዘቡን : እያክፈል =
መደም : እሩቅ : አገር : የሃይ : ስው : የመሃይ :
ዘመን : ልክ : በያልፍ : ዳኛ : በዚህ : በኖረበት :
ዘመን : ልክ : እንደማይኖር : ገምቶ : ይፍረድ =

፩ሺ፬፻፶ ወለእመቦ : ዘሞተ : እምእዛማዲው : እለ :
ሀለዉ : ተገብረ : ውስተ : መክፈልት : በው
ደት : እስመ : መጠነ : ሕይወቱኪ : ምስለ :
ታሕጻጽ : ንዋዮ : እምእለ : ሀልዋን : በሕይ
ውቱ : ዘከመ : ለእመ : ነነ : ሎቱ : ወልደ :
ሀልወ : ወሞተ : ወልደ : እኑሁ : ለነጋዲ : ወእ
ኮነ : ለነጋዲ : ዘየሀውዶ : እስመኪ : በመጠነ :
ሕይወቱ : ይትከላእ : ርስት : እምወልዱ : ወይ
ደሎ : ከመ : ያማሳሳን : መክፈልቶ : እሰከ :
ደትእመር : ዘሆሁ : ወይትፈታሕ : ውሰቱቱ :
በእእምሮ : አው : ዘይመስሎ =

፩ሺ፬፻፶ በዙረት : ሳለ : ካሉ : ዘመዶቹ : ወገን : የሞተ :
ቢኖር : እንዋሩ : ካሉት : ወገን : ነውና : ከጥ
ቂት : ገንዘቡ : ጋራ : ፈንታውን : ከፍለው : ሊ
ያኖሩለት : ተገባ = በሃገር : የሚኖር : ልጅ :
ቢኖረው : እሩቅ : አገር : የሃይው : ስው : የወን
ድሙ : ልጅ : ቢሞት : እሩቅ : አገር : የሃይው
ንም : የማያገለግለው : ቢሆን : በሕይወት : ባለ
በት : ልክ : ርስት : ከልጁ : ይከለከላልና : ወሬ
ው : እስኪታወቅ : በእውተት : ወይም : በሚመ
ስለው : በእርሱ : ላይ : እስኪፈረድ : ድረስ :
ድርሻውን : አይራ : ሊያስጠብቅ : ይገባል =

አንቀጽ : ፵፫ =

አንቀጽ : ፵፫ =

በእንተ ፈታሕ : ወዘይደልዎ : ወበእንተ :
ስማዕታት =

ስለዳኛና ስለሚገባው ስለምስክሮችም :
ይናገራል =

፩ሺ፬፻፲ ወውእቱ ፲ወ፲ቱ : ምዕራፍ : እምዘተጽሕፈ :
በውተ : ሕገጋት : እምሳለ : ሥርወ : ወዓጽቅ :
ወተጋበእ : ትሩፋቲሁ : በከመ : አግህደ : ቦቱ :
በፍጻሜ : አእምሮ =

፩ሺ፬፻፲ እርሱም : እሥራ ሦስት : ምዕራፍ : ነው = በሥ
ርና : በጫፍ : እምሳል : በትሩፋት : መስብስብ :
በሕገጋት : ከተጻፈው : የተገኘ : ነው = በእው
ቀት : መጨረሻ : እንደተገለጠው =

፩ሺ፬፻፲፩ ምዕራፍ : ቀዳማዊ : በእንተ : ሢመተ :
ፋታሕ : ወፈታሕሰ : ወእቱ ሊቀ : ካህናት :
ወውእቱ ሊቀ ጳጳሳት : አው : ኤጲስቆጶስ :
አው : ዘእትለውዎ : እሙንቱ : ወረስይዎ : ህየ
ንቱሆሙ : በእንተ : ፍትሕ : ሁሉ : ለለ፩ : ፩ዱ :
እምኒሆሙ : በውስተ : መንበሩ : እምካህናት :
እለ : ድልዋን : ለዝንቱ =

፩ሺ፬፻፲፩ መጀመሪያ : ምዕራፍ : ስለዳኛው : ሹመት :
ይናገራል = ዳኛውም : የካህናት : አለቃ : ነው =
እርሱም : ሊቀ : ጳጳሱ : ወይም : ኤጲስቆጶስ :
ወይም : እነርሱ : ያስከተሉት : (የሾሙት) :
ከካህናት : በወንበሩ : ስለፍርድ : በእነርሱ :
ፈንታ : ያደረጉት : ነው =

፩ሺ፬፻፲፪ ወሚመተ ፡ ፈታሒሰ ፡ ድልው ፡ ወእቱ ፡ በፍጻሜ ፡ ሕግ ፡ ወፍጥረት ። ወዘይቀድምሰ ፡ በክመ ፡ ይቤ ፡ እግዚአብሔር ፡ ልዑል ፡ በእራት ፡ ውሰተ ፡ መጽሐፍ ፡ ኃምሰ ፡ ሣ.ሙ ፡ ለክሙ ፡ ፈታሕተ ፡ በኮሉ ፡ አህጉሪክሙ ፡ እንተ ፡ ይሁ በክሙ ፡ እግዚአብሔር ፡ አምላክክሙ ፡ ከመ ፡ ይፍትሐ ፡ ማእከለ ፡ ሰብእ ፡ ፍትሐ ፡ ርቱዐ ፡ ዘኢያጸንኑ ፡ በጊዜ ፡ ፍትሕ ፡ ወኢይነሥኡ ፡ ገጸ ወኢሕልያነ ፡ እሰመ ፡ ሕልያን ፡ ያዐውር ፡ እዕ ይንተ ፡ ጠቢባን ፡ ከመ ፡ ኢይርእዩ ፡ ጽድቀ ፡ ወይዌልጥ ፡ ቃለ ፡ ርቱዐ ።

፩ሺ፬፻፲፫ ወዳግማዊ፤ እሰመ ፡ ተጋብእ ፡ ህገራዊ ፡ ኢይ ትገደግ ፡ ዘእንበለ ፡ ትኩን ፡ ተጋእዞ ፡ ቡቱ ፡ እምነ ፡ ግብራት ፡ ወእይት፤ ፊጸምኬ ፡ በሠናይ ፡ ዘእንበለ ፡ ፈታሒ ፡ ዘይፈትሕ ፡ ማእከለ ፡ ተጋ እዝያን ፡ ለጽኑዕ ፡ ወለድኩም ፡ ለለባዊ ፡ ወለዐ ብድ ፡ በክመ ፡ ይደሉ ፡ ሰገቢረ ፡ ርትዕ ።

፩ሺ፬፻፲፬ ወዘሃ ፡ ጸነ ፡ እምትእዛዘ ፡ ፈታሒ ፡ ይኢምር ፡ ካዕበ ፡ ከመ ፡ ይደሉ ፡ እቅሞቱ ፡ ወሥርዓተ ፡ እቅሞቱኒ ፡ ናሁ ፡ ይነብር ፡ እምትእዛዘ ፡ ፍትሕ ፡ ወይመርሕ ፡ ካዕበ ፡ ነበ ፡ ይሊወ ፡ ሣ.ሙት ፡ እሰመ ፡ ትእዛዘ ፡ ሣ.ሙትኒ ፡ ናሁ ፡ ቀደመ ፡ ተነግሮ ፡ በቀናናት ፡ እምትእዛዘ ፡ ሣ.ሙት ፡ ዘካህናት ፡ ወሊቃነ ፡ ካህናት ፡ ወይ ይሉ ፡ ከመ ፡ ነእዝዝ ፡ በዝየኒ ፡ ትእዛዘ ፡ ሣ.ሙተ ፡ ፍትሕ ፡ እምነበ ፡ ወእቱ ፡ ፈታሒ ፡ እንተ ፡ ባቱ ፡ ይክውን ፡ ሣ.ሙቱ ፡ ሠናየ ፡ ወትቀውም ፡ ፍትሕ ፡ ዜአሁ ። ወኅላቋሆን ፡ ፲ወ፫ቱ ፡ ትእ ዛዛት ።

፩ሺ፬፻፲፭ ቀዳሚሆን ፡ ከመ ፡ ይኩን ፡ ብእሲ ፡ ወዝነቱ ፡ ዘያሰተጋብእ ፡ እብጽሐተ ፡ መጠን ፡ ዘብእሲ ፡ ወብጽሐትሰ ፡ ብጽሐ ፡ እምባን ፡ ዘፈጸመ ፡ ሕገ ፡ ውርዛዊ ። ወዘእንበሌሁሰ ፡ እይት፤ ጸም ፡ ልቡና ፡ ወእይብቀዕ ፡ ለሣ.ሙት ፡ ከመ ፡ ይፍታሕ ፡ ማእከለ ፡ ዐቢያን ፡ ወልኒቃን ፡ ወዘ ይመሰሎሙ ፡ ወእይኄኒ ፡ ክመ ፡ የሀልወ ፡ ዘእምሳለ ፡ እሉ ፡ ቅድሜሁ ፡ ለዘእ.በጽሐ ፡ ነበ ፡ መጠን ፡ ከመ ፡ ይፍታሕ ፡ ሎሙ ። ወበላዕሌ ሆሙ ፡ ሎሙ ፡ ብሂል ፡ ለእሲ ፡ ይመውዑ ፡ ወበ ላዕሌሆሙ ፡ ሎሙ ፡ ብሂል ፡ ለእሲ ፡ ይትመውዑ ።

፩ሺ፬፻፲፮ ወበእንተ ፡ ተባዕትኒ ፡ እሰመ ፡ ብእሲ ፡ ርእሳ ፡

፩ሺ፬፻፲፪ የዳኛ ፡ መሾምሰ ፡ በሕግና ፡ በፍጥረት ፡ ፍጻሜ የተገባ ፡ ነው ። የሚቀድመው ፡ ግን ፡ ልዑል ፡ እግዚአብሔር ፡ በእራት ፡ በእምሰተኛው ፡ መጽሐፍ ፡ ፈጣሪያችሁ ፡ እግዚአብሔር ፡ በሚሰጣችሁ ፡ እገርቻችሁ ፡ ሁሉ ፡ በሰዎች ፡ መካከል ፡ የቀና ፡ ፍርድ ፡ ይፈርዱ ፡ ዘንድ ፡ ለራሳችሁ ፡ ዳኞችን ፡ ሹሙ ። በፍርድ ፡ ጊዜ ፡ የማያደሉ ፡ ፊት ፡ እይተው ፡ መማለጃ ፡ (ጉቦ) ፡ የማይቀበሉ ፡ መማለጃ ፡ (ጉቦ) ፡ እውነትን ፡ እንዳያዩ ፡ የብልሆችን ፡ ዓይን ፡ ያሳውራልና ። የቀናውንም ፡ ፍርድ ፡ ይለውጣልና ፡ ብሎ ፡ እንደተናገረ ። (ዘዳግ ፡ ፲፮ ፡ ፲፰ - ጸ) ።

፩ሺ፬፻፲፫ ሁለተኛውም ፡ በሀገር ፡ የምትደረግ ፡ ሰብሰባ ፡ ከሥራ ፡ ወገን ፡ ክርክር ፡ ሳይሆንባት ፡ እትፈታምና ። በተጣሉት ፡ ሰዎች ፡ መካከል ፡ ለብርቱና ለደካማ ፡ ለዐዋቂና ፡ ላለዐዋቂም ፡ ቅን ፡ ለመሥራት ፡ እንደሚገባ ፡ የሚፈርድ ፡ ዳኛ ፡ ከሌለ ፡ በመልካም ፡ እይፈጸምምና ።

፩ሺ፬፻፲፬ ክዳኛ ፡ ትእዛዝ ፡ የጸነውንም ፡ (የተሰወረውንም) ፡ ሁለተኛ ፡ መቅጠር ፡ እንደሚገባ ፡ ያመለክታል ። የቀጠረው ፡ ሥርዓትም ፡ ከፍርድ ፡ ትእዛዝ ፡ የተነሣ ፡ እነሆ ፡ ይወሰናል ። ዳግመኛም ፡ ለሹመት ፡ ወደመገባት ፡ ይመራል ። እነሆ ፡ የሹመት ፡ ትእዛዝ ፡ ክካህናትና ፡ ከሊቃነ ፡ ካህናት ፡ ሹመት ፡ ትእዛዝ ፡ የተነሣ ፡ እስቀድሞ ፡ በመጸሐፍት ፡ ተነግሯልና ፡ በዚህም ፡ ሹመቱ ፡ መልካም ፡ የምትሆንበትንና ፡ ፍርዱ ፡ የምትጸናበትን ፡ የፍርድ ፡ ትእዛዝ ፡ ከዚህ ፡ ዳኛ ፡ ዘንድ ፡ ልናዝዝ ፡ ይገባል ። ቁጥራቸውም ፡ ፲፫ ፡ ትእዛዛት ፡ ናቸው ።

፩ሺ፬፻፲፭ መጀመሪያቸው ፡ ወንድ ፡ እንዲሆን ፡ ነው ። ይህም ፡ የወንድ ፡ እካለ ፡ መጠን ፡ መድረሰን ፡ የፈጸመ ፡ ነው ። እካለ ፡ መጠን ፡ ማድረስም ፡ የጉልምሰናን ፡ ሕግ ፡ የፈጸመ ፡ ነው ። ያለዚያሰ ፡ እእምሮ ፡ እይደላደልም ። በተላላቆችና ፡ በሽማግሌዎች ፡ በመሰሎቻቸውም ፡ ይፈርድ ፡ ዘንድ ፡ ለሹመት ፡ እይብቃም ። እነዚህን ፡ የመሰሉ ፡ ሰዎች ፡ እካለ ፡ መጠን ፡ ባላደረሰው ፡ ዳኛ ፡ ፊት ፡ ይፈርድላቸው ፡ ዘንድ ፡ ሊቆሙ ፡ እይገባም ። በሚረቱት ፡ ላይ ፡ ነገር ፡ አለ ። በሚረቱት ፡ ላይም ፡ ነገር ፡ አለ ።

፩ሺ፬፻፲፮ ሰለ ፡ ወንዶችም ፡ ወንድ ፡ ለሌት ፡ ገዥዋ ፡

ሰብአሲት : በዘመ : ይበ : ሐዋርያ : ወፍትሕኒ : ይደሉ : ለርእሰ : እምታሕቲታ : አሰመ : ብእሲ : ክበደ : ልቡና : ወኑቱ : ወሎቱ : ይደልም : ከመ : ይፍታሕ : በዘመ : ተነግረ : ውሰተ : ተኖ ናት : ከመ : ብእሲት : ኢትምዕር : ወኢትኩን : እምጉልቄ : ካዕናት : ወፈታሕኒ : ኢይቱን : ዘእንበለ : ካዕን =

፩ሺ፻፶፯ ወዳግማዊ : ልብ : ምስለ : አእምሮታቲታ : ፩ዱ : እምኒሆሙ : ጠባይዕ : እንስሳዊ : ወካል ኡኒ : ረባኅዊ : ወአልቦ : ዘይበቀጥ : እንዘ : የንጎም : ወኢየአክልኬ : ውሰቲቱ : በዘይሰ ቀል : በአንብሮ : ወውኦቱ : ከዊኖ : ተላዌ : ለረ ኪበ : ጸሕታት : አላ : ከመ : ይኩን : ዘይጠ ይቅ : ፍልጠተ : አበይኖ : ወወግኖ : አእምሮ : ርኑቀ : ፀረት : ዘይበገሕ : በትሞነቲ : ልቡ ናቡ : ንበ : ከሚተ : ናትሕ : ዘንጸባ : ወፍጻሜ : ዘተኑብአ : እሰመ : በዘመዘ : ወኑቱ : ይፈ ትሕ : ማእከለ : ማእምራን : ወእኩያን = ወአይ ይሉኬ : ከመ : ይኩን : ዘየሐጽጽ : እምኒሆሙ : ልቦ : ወኢ : ዘይውኅድ : አእምሮ =

፩ሺ፻፶፰ ግልሰ : ይኩን : ምእመን : አርቶዶክሳዊ : ወካዕን : ዘጥዩቅ =

፩ሺ፻፶፱ ራብዕ : ዝረ : ርትዕ : ዘይደሉ : ለረታሕያን : ወለሰማዕት : ወተዳግማዊሰ : ከመ : ይኩን : ምእ መን : ወጠበብ : ዘርጉቅ : እምንቅፈት : ወድ ኑን : እምነውር : ዐዱአ : ለምሕረት : ወለጎም ረት : ተግጋሜ : በገዜ : መፍት : ወፈራሄ : አምን : እግዚአብሔር : ወራትዕ : በሃይማኖቱ : በውስተ : ዓለሙ = እሰመ : ዘቡቱ : ሃይማኖት : ወዐቲበ : ርትዕ : ወንጽሕ : ይትከሀሎ : ከመ : ይፍታሕ : ማእከለ : ፀብዳን : መግእከለ : አን ስት : ወላዕለ : ንዋየ : ድክቲማን : ወለእለ : ዐለወ : ታሕተ : ዘይመግብሙ : ወዘርኑቀ : እምአድልም : ገጽ : ወለዘኦረያ : ዐድኦተ : ወትዕግሥተ : ወኢያስተሐቅርም : ወኢያቅ ልሉ : ናትሐታቲታ : በእንተ : ዘይገብኡ : ሎቲ አምንገር : ዘይምስያ : ወዳግማዊ : ናቡ : ተነ ግረ : ውሰተ : አንቀጽ : ሰማዕት =

፩ሺ፻፷ ጎምሰ : ይኩን : ግዑዘ : አሰመ : ዘኢኮን : ሥሉጠ : ላዕለ : መግቦተ : ንፍሱ : ኢይታኪ

ሰለዎን : ነው : ሐዋርያ : ጳውሎስ : እንደተና ገረ : (ኤፌ : ፩ : ፳፪) = ከታችኛው : ይልቅ : ለላይኛው : ፍርድ : ይገባዋል = ወንድ : አእም ሮው : የጸና : ነውና : ይፈርድም : ዘንድ : ለአ ርሱ : ይገባዋል = ሴት : እንዳታስተምር : ከካህ ናትም : ቑጥር : እንዳትዘን : በመጸሕፍት : አንደተነገረ = ጳጳም : ያለካዕን : አይሁን =

፩ሺ፻፶፯ ዳግመኛም : ልብ : ከአውቀቶቹ : ጋር : ነው = (ያለው : መሆን : ነው) : ከእነርሱም : አንዱ : እንስሳዊ : ጠባይዕ : ነው = ዑለተኛውም : ጠቃሚ : ነው = ሲሻውም : የሚጠቅመው : የለም : በማገበር : ወደርሱ : በሚያንጋጥዮ : ገንዘብ : አይበቃም = ይኸውም : ትጋትን : ለማ ግኘት : የሚከታተል : ሁኖ : ሳለ : ነው = የፍር ድን : ልዩነት : የሚያውቅና : አእምሮ : የሚረ ለት : ከድንቁርና : የራቀ : በአእምሮውም : መራቀቅ : የሚንቅና : የተሰወረውን : የፍርድ : ፍጻሜ : ወደ : መግለጽ : የሚደርስ : ይሆን : ዘንድ : ነው : አንጂ = በእዋቆችና : በከፋዎች : መካከል : የሚፈርድ : እንደዚህ : ያለ : ነውና : ከእነርሱ : ይልቅ : ልቡን : ያጣ : ዕውቀት : የጉደለው : ሊሆን : አይገባም =

፩ሺ፻፶፰ ሦስተኛ : አርቶዶክሳዊ : አማኝና : በአ ርግጥም : ካዕን : ይሁን =

፩ሺ፻፶፱ አራተኛ : ለዳኞችና : ለምስክሮች : ቅን : ሥራ : መሥራት : የሚገባ : ነው = መጀመሪ ያው : ግን : የታመነ : ብልህ : ከመነቀፍ : የራቀ : ከነውር : የዳነ : ለምሕረትና : ለመው ደድ : ዝግ : ያለ : በቀጣ : ጊዜ : የሚታገሥ : እግዚአብሔርን : የሚፈራ : በዓለሙ : ውስጥ : በሃይማኖት : የቀና : ይሆን : ዘንድ : ይገባል = ሃይማኖት : ቅንነትና : ንጽሕናንም : መጠ በቅ : ያለው : ሰው : በአላዋቆችና : በሴ ቶች : መካከል : በድጋ : አይገኝት : ገንዘብም በሚያስተዳድራቸውም : ሥር : ሳሉት : ይፈ ርድ : ዘንድ : ይቻለዋልና = ራት : አይቶ : ከማ ድላት : የራቀ : ይሁን = ፀጥታንና : ትዕግሥ ትን : ገንዘብ : ያደረገውን : ሰው : አይናቁት = ከሚያስቁጣው : ነገር : ወገን : ስለሚመልሱ ለት : ፍርዱን : አያቃልሉ = ዑለተኛውም : አኒዮ : በአንቀጽ : ሰማዕት : ተነግሯል =

፩ሺ፻፷ አምስተኛ : ነፃነት : ያለው : ይሁን = ራሱን : ለማስተዳደር : ሥልጣን : ያለው : ያልሆነ :

ሀሎ : ከመ : ይመጣብ : ካልአኒው ።

፩ሺ፬፻፳፩ ሳድስ : ይኩን : ድኑን : ምስማስ : ማንጸራ : ከመ : ይፍልጥ : ቃለ : ጸድቅ : ወታለ : ሐሰት።

፩ሺ፬፻፳፪ ሳብዕ : ይኩን : ድኑን : ልሳን : መዘየአምር : ነገር : ልሳን : እንተ : ኢትትከሀል : ልሳን : ሰብእ : ሚመቱ : በዘይትናገሩ : በበይናቲሆሙ።

፩ሺ፬፻፳፫ ሳምን : ተኑየአተ : ይዌ : እንተ : ትከልእ : አብዘሆኖተ : ሰብእ : ኅዘሁ : በእንተ : መፍቅድ : ዘከመ : ዝልጋሲ : እስመ : ይትረታድ : ከዌን : ሰማዕቱ : ወተናብሮቱ : በቅድመ : ምክናኑ : ወአብዝሆኖ : ሰብእ : እለ : ይትኢነን : ዜኅዘሁ ።

፩ሺ፬፻፳፬ ቃሰዕ : ይኩን : ማእምረ : ሕዛ : ወፍትሐ : ነኑኒያቲው : ዘአሥራዊሃ : ወዘአዕጾቲሃ ። አሥራዊሃስ : ሹቱ : እሙንቱ : ፩ዱ : እምኢሆሙ : ይኩን : ዘየአምር : ነገር : መጻሕፍት : እምላካውያት : ወእንብቦቹን : ወተርጉሞቹን : ዘየኅብር : ምስለ : ጥያቄዎን : አእምሮቱ : ዘያስተጋብእ : ቦቱ : ጠይቆተ : ዘሀለው : ውስቱታ : እምፍትሐ : ነኑኒያት : ዘተከሥተ : ወዘተተርጉሙ : ወዘቀደመ ።

፩ሺ፬፻፳፭ መካልእኒ : ይለዘ : ነገር : መጻሕፍት : ወከፍት : ዘእምቃስ : ሐዋርያት : ወእምግብራቲሆሙ : ወዳዲ : ቃለ : ጥብእያት : ቅዱሳት : ወዘአበው : ቅዱሳን : ከመ : ይሆመድ : እንከ : ሰገበረ : ቃላቲሆሙ : ወተመስሎ : ምግብራቲሆሙ : ወአእምሮስ : ያበጽሕ : ኅዘ : እእምሮቱ : ፍትሕ ።

፩ሺ፬፻፳፮ መሃልሰኒ : ሰእመ : አእመረ : ዘኅብሩ : በእንቲአው : ተጋብአተ : ቀኖናት : ወአበው : ማእምራን : ቅዱሳን : ወዘተናራቱ : ውስቱቱ : ከመ : ይትሎ : እሙን : ወያስተጋድል : ምክሮ : በእንተ : ዘተራልጡ : ውስቱቱ : ወየኡኅዘ : ዘኮን : እሙን : እመክራልታቲሁ : ወዘይተርብ : ኅዘ : ተጋብእ : በእንቲአው ።

፩ሺ፬፻፳፯ ራብዕ : አእምሮ : ምጣኔ : ዘይበጽሕ : ዙቱ : ኅዘ : አእምሮ : አግብአተ : አዕጾቅ : እንተ : ትትረታድ : ኪያሃ : ዘመስተራምም : በእንቲአሃ : ኅዘ : አሥራው : እለ : አሥረፀ : ኪያሃ ። ወተጋብአቶሙስ : በእንተ : ትርጓሜሃ : ከመ :

ሰው : ለሎቹን : ለያስተዳድር : አይቻለውምና : ፩ሺ፬፻፳፩ ስዕብተኛ : ጆሮውና : ዓይኑ : ደገና : የሆነ ይሁን ። የዕውነትና : የሐሰት : ቃልን : እንዲለይ ።

፩ሺ፬፻፳፪ ሰባተኛ : እንደበቱ : የረታና : ቋንቋ : የሚያውቅ : ይሁን ። እርስበርሳቸው : በሚነጋገሩ : ገንዘብ : የማትቻል : የሹመቱ : ሰዎች : ቋንቋ : ናት ።

፩ሺ፬፻፳፫ ሰምንተኛ : ስለሚያሻው : ነዘር : ወደአርሱ : የሰዎችን : መሰብሰብ : ከሚከለክል : ደዌ : መራቅ : ነው ። ይኸውም : እንደ : ደዌ : ሥጋ : ያለ : ነው ። በሸንጎው : ፊት : የምስክሮችና : የነባሮቹ : መኖር : በእርሱ : ዘንድ : የሚራረዱ ትን : ሰዎች : ማብዛት : ያስረጋልጋልና ።

፩ሺ፬፻፳፬ ዘጠነኛ : ሕግን : የሥፍንና : የሚፋንም : የጻኝነት : ፍርድ : የሚያውቅ : ይሁን ። ሥጋዊም : በራት : ናቸው ። ከእነርሱም : አንዱ : የትዱሳት : መጻሕፍትን : ነዘር : ነባባቸውንና : ከጥያቄያቸው : ጋር : የሚተባበር : ትርጓሜያቸውን : ከቅጣቶች : ፍርድ : ወገን : እስቀድሞ : የተገለጸውንና : የተተረጎመውን : በውስጡ : ያለውን : መረዳት : የሚስበስብበት : ዕውቀትንም : የሚያውቅ : ይሁን ።

፩ሺ፬፻፳፭ ሁለተኛም : ከሐዋርያት : ቃልና : ከሥራቸውም : የተነሣ : ተቀባይነት : ያላቸው : የመጻፍትን : ነገር : ዳግመኛም : የቅዱሳት : ጉባኤያትንና : የቅዱሳን : አባቶችን : ቃል : ያስተውል ። ትእዛዛቸውን : ለመሥራትና : በሥራቸውም : ለመምሰል : ዕመድ : ይሆን : ዘንድ ። ማወቅስ : ፍርድን : ወደማወቅ : ያደርሳል ።

፩ሺ፬፻፳፮ ሦስተኛውም : የመጻሕፍት : መሰብሰብና : ዐዋቆች : የሆኑ : ቅዱሳን : አባቶች : ስለአርሱ : የተባበሩበትን : በውስጡም : የተለያዩበትን : በያውቅ : ነው : እውነተኛውን : ይክተል : ዘንድ ። በውስጡም : ስለተለያዩበት : አስተያየቱን : ይመረምር : ዘንድ ። ከተለያዩበት : እውነተኛ : የሆነውንና : እንደ : ወደሆኑበት : የሚቀርበውን : ይያዛ ።

፩ሺ፬፻፳፯ አራተኛው : ስለእርሷ : ዘጥ : የምትደርግ : የምትወደድ : አዕፁቅን : እርሷን : ወደአስገኝ ወደአሥራው : መመለስን : ወደማወቅ : የሚደርስ : ልክን : ማወቅ : ነው ። ስለትርጓሜዋ : መሰብሰባቸው : ግን : በየውኔታቸው : የሚ

አንቀጽ ፡ ፵፫ ።

ሰለ ፡ ፳፮ ።

ይጸሐ፡ ፍኖተ ፡ እእምሮ ፡ ዘፍትሐ ፡ ሁነኔ ሆሙ ፡ ለመጸእያን ፡ በበኩንቶሙ ። እስመ ፡ ዘለበወ ፡ እእምሮቶሙ ፡ ለአሉ ፡ ፀቱ ፡ አሥራው ፡ ይክውን ፡ እምሰብእ ፡ አለ ፡ የእምሩ ፡ ፍትሐ ፡ ወእስ ፡ ያሰተሐምሙ ፡ ቦቱ ፡ በፍጻሜ ፡ አበይኖ ፡ ወእሰብዎ ፡ ወብወሕ ፡ ሎቱ ፡ ይረሲ ከመ ፡ ይተርጉም ፡ ወይፍታሕ ፡ ፍትሐ ።

፩ሺ፬፻፳፰ ዓሥር ፡ ለያእምር ፡ ዘይሠይሞ ፡ ፈታሒ ፡ ዘዐቀበ ፡ አሎንተ ፡ ትእዛዛተ ፡ እመሂ ፡ በዘእቅደመ ፡ እእምሮተ ፡ ግዕዙ ፡ አው ፡ በጎርዮ ፡ አው በሐተታ ፡ ወጎሢሥ ፡ እምአለ ፡ የእምር ፡ ኪያሆሙ ።

፩ሺ፬፻፳፱ ሃዘጃዱ ፡ ዘጸሐፉ ፡ ሎቱ ፡ መጽሐፈ ፡ መባሕት ፡ ለእወፍዮቱ ፡ ሁነኔ ፡ ፍትሕ ፡ ወተፀምዶቱ ፡ ውስቱታ ፡ ወእምዝ ፡ የግህዱ ፡ ዘንተ ፡ ወያሰምዑ ፡ ሎቱ ።

፩ሺ፬፻፴ ሀዘጃቱ ፡ ቃለ ፡ ምህሮሁ ፡ ሶበ ፡ አወፊይዎ ፡ መጽሐፈ ፡ መባሕት ፡ እመሂ ፡ በንባቡ ፡ አው ፡ በሕገገሁ ፡ ውስተ ፡ ርእይ ።

፩ሺ፬፻፴፩ ሃዘጃቱ ፡ ኢይክልእምሙ ፡ ለኩሎሙ ፡ ለአለ ፡ ውስተ ፡ ሢመቱ ፡ አው ፡ ለመብዝንቶሙ ፡ ለመጸእ ፡ ጎበሁ ፡ ወአይአበይ ፡ ኩሉ ፡ ዘውስተ ፡ ሢመቱ ፡ አው ፡ መብዝንቶሙ ፡ በእንተ ፡ ከመ ፡ ይሠየም ፡ ላዕሌሆሙ ።

፩ሺ፬፻፴፪ ምሶራፍ ፡ ዳግማዊ ፡ በእንተ ፡ ሥርዓቱ ፡ ለእመስኬ ፡ ኮነት ፡ ሢመቱ ፡ ላዕለ ፡ ኩሉ ፡ ይክውን ፡ ሥሎጠ ፡ ላዕለ ፡ ሰቡዕ ፡ ሁነኔያት ። አሐቱ ፡ እምኒሆን ፡ ፈሊጠ ፡ ጋእዝ ፡ ወመተረፈ ፡ ባእስ ፡ እመሂ ፡ በተሳልም ፡ ወዕርቅ ፡ እንዘ ፡ ይሣመሩ ፡ አው ፡ በግብር ፡ ፈረሆሙ ።

፩ሺ፬፻፴፫ ወካልኢትኒ ፡ ካዕበ ፡ አብጽሐተ ፡ ንዋያት ፡ ጎበ ፡ አለ ፡ ይደልዎሙ ፡ ሶበ ፡ ጸንዐት ፡ በእምነተ ፡ እፉሁ ፡ አው ፡ በእጠይቆ ፡ ሰማዕት ።

፩ሺ፬፻፴፬ ወሣልሲት ፡ ከዋነ ፡ እመግባ ፡ ላዕለ ፡ ዘይክልእም ፡ አስተዋዕለተ ፡ ንዋይ ፡ እመኒ ፡ በእንተ ፡ ናእሱ ፡ አው ፡ በእንተ ፡ ሶበዱ ፡ አው ፡ በእንተ ፡ ተሣልቆቱ ፡ ከመ ፡ ይትዐቀብ ፡ ንዋኖሙ ፡ በዘይይሉ ፡ ወበእንተ ፡ ጠይቆተ ፡ ፍትሕ ።

፩ሺ፬፻፴፭ ወራብዓት ፡ በእንተ ፡ እእምሮ ፡ ገዜያት ፡ ዘቄጸረ ፡ ጉልታት ፡ ለሀቂበ ፡ ሥረዊሃ ፡ ወፈሊጠ ፡ አዕጺሃ ፡ ወንሢእ ፡ ዘይትረከብ ፡ እም

መጡ ፡ የቅጣቶችን ፡ ፍርድ ፡ የማወቅን ፡ ጉዳና ጥርገያ ፡ ያደርጉ ፡ ዘንድ ፡ ነው ። እሊህን ፡ አራቱን ፡ አሥራው ፡ ግወቅን ፡ ያስተዋለ ፡ ሰው ፡ ፍርድ ፡ ከሚያውቁ ፡ ፍርድንና ፡ ግስተዋልንም ፡ በመፈጸም ፡ ከሚተጉ ፡ ሰዎች ፡ ወገን ፡ ይሆናልና ። እንዲተረጉም ፡ ፍርድም ፡ እንዲፈርድ ፡ ያደርግ ፡ ዘንድ ፡ ይገባዋል ።

፩ሺ፬፻፳፰ አሥረኛ ፡ የሚሾመው ፡ ዳኛ ፡ አስቀድሞ ፡ ጠባቹን ፡ በማወቅ ፡ ወይም ፡ በምርጫ ፡ ወይም ፡ አነርሱን ፡ ከሚያውቃቸው ፡ ሰዎች ፡ በመጠየቅና ፡ በመመርመር ፡ እሊህን ፡ ትእዛዛት ፡ የጠበቀ ፡ መሆኑን ፡ ይወቅ ።

፩ሺ፬፻፳፱ ሀዘጃቱ ፡ የፍርድ ፡ ቅጣት ፡ ለመስጠትና ፡ በውስጡም ፡ በሹመቱ ፡ ጸንቶ ፡ ለመኖር ፡ ሰማገልገሉ ፡ የመብት ፡ ደብዳቤ ፡ ለጸፉለት ፡ ሰው ፡ ከዚህ ፡ በኋላ ፡ ይህን ፡ ይግለጹለት ። ዓዋጅም ፡ ያናግሩለት ።

፩ሺ፬፻፴ ሀዘጃቱ ፡ የመብት ፡ ደብዳቤ ፡ በሰጡት ፡ ጊዜ ፡ ንባቡን ፡ ወይም ፡ ሕጉን ፡ በመመልከትም ፡ ቢሆን ፡ የማስተማሩ ፡ ነገር ፡ ነው ።

፩ሺ፬፻፴፩ ሀዘጃቱ ፡ በሹመቱ ፡ ውስጥ ፡ ያሉትን ፡ ሰዎች ፡ ሁሉ ፡ ወይም ፡ ብዙዎችን ፡ ወደእርሱ ፡ ለመምጣት ፡ እይክልእዋቸው ። በሹመቱ ፡ ውስጥ ፡ ያለ ፡ ሰው ፡ ሁሉ ፡ ወይም ፡ አብዛኛዎቹ ፡ በላያቸው ፡ ስለሚሾምባቸው ፡ እንቢ ፡ አይበሉ ።

፩ሺ፬፻፴፪ ሁለተኛ ፡ ምዕራፍ ፡ ሰለ ፡ ሥርዓቱ ፡ ይናገራል ። ሹመቱ ፡ በሁሉ ፡ ላይ ፡ ከሆነች ፡ በሰባቱ ፡ ቅጣቶች ፡ ላይ ፡ የሠለጠነ ፡ ይሆናል ። ከአነርሱም ፡ እንዲቱ ፡ በፍቅርና ፡ በዕርቅም ፡ ቢሆን ፡ ተሰማምተው ፡ ወይም ፡ በግድ ፡ ፈርተውም ፡ ቢሆን ፡ ፀብ ፡ ከርከርን ፡ ማራቅ ፡ ነው ።

፩ሺ፬፻፴፫ ሁለተኛዮቹ ፡ ደግሞ ፡ በእፉ ፡ በማመን ፡ ወይም ፡ በምስክር ፡ በማስረዳት ፡ በጸናች ፡ ጊዜ ፡ ገንዘብን ፡ ለሚገባቸው ፡ ማድረስ ፡ (ማካፈል) ፡ ነው ።

፩ሺ፬፻፴፬ ሦስተኛዮቹ ፡ ስለሕግንነቱ ፡ ወይም ፡ ስለአላዋቂነቱ ፡ ወይም ፡ ስለዋዘኛነቱ ፡ ገንዘቡን ፡ ከማወጣት ፡ በሚከለክሉት ፡ ሰው ፡ ላይ ፡ የማስተዳደር ፡ ሁኔታ ፡ ነው ። ገንዘባቸው ፡ በሚገባ ፡ ይጠበቅ ፡ ዘንድ ፡ ፍርድንም ፡ ሰለ ፡ መረዳት ።

፩ሺ፬፻፴፭ አራተኛዮቹ ፡ ጉልቶች ፡ የሚቈጠሩበትን ፡ ጊዜያት ፡ ስለማወቅ ፡ ሥሯን ፡ ለመጠበቅና ፡ ጫፏን ፡ ስለመለየት ፡ ከእርሷ ፡ የሚገኘው

አንቀጽ ፡ ፵፫ ።

ሰለ ፡ ፳፭ ።

ኔሃ ፡ ወእስተዋጽኦቶ ፡ በእንተ ፡ ፍናዋቱሃ ።
ወእመኒ ፡ ኮነ ፡ ድልወ ፡ ለአመግቦታ ፡ ይትኖ
ለው ፡ አው ፡ ይህም ፡ ወእምዝ ፡ ያእምር ፡ እማ
ጎፀንት ፡ ዘሀለወ ፡ ታሕተ ፡ እደዊሆሙ ፡ ለመ
ገብት ፡ ወእምዝ ፡ ግብረ ፡ ደካትም ፡ ወእለ ፡
ሀለወ ፡ ታሕተ ፡ ምግብና ።

፩ሺ፻፵፮ ፡ ጎምሲት ፡ ገቢረ ፡ ትእዛት ፡ በክመ ፡ ወስነ ፡
አዛዚ ፡ ወባቲ ፡ አብሐት ፡ ሕግ ፡ እንበለ ፡ ተክ
ልእ ፡ ወአመስ ፡ ቦ ፡ ዘእዘዘ ፡ ሎቱ ፡ ኪያሃ ፡
ይኩን ፡ ኖላዌ ፡ ወእመ ፡ እኮ ፡ ይህም ።

፩ሺ፻፵፯ ፡ ሳድሲት ፡ አትልዎ ፡ ለዘይሄኒ ፡ ለፍትሕ ፡
ለእመ ፡ ኮነ ፡ በምግባር ፡ ዐቢዩ ፡ ወእይከውኖ ፡
ለዘእትለዎ ፡ ለእመ ፡ አትለወ ፡ ካልእ ፡ ዘእነ
ገረ ፡ ውእቱ ፡ ሎቱ ። ወእምድጎረ ፡ ሞተ ፡
ሥዩም ፡ ዘይበቀሶ ፡ ለኅመተ ፡ ፍትሕ ፡ ወለ
እመ ፡ ኮነ ፡ ግብረ ፡ ዐቢዩ ፡ ወእልቦቱ ፡ ሥል
ባን ፡ ከመ ፡ ይህም ፡ ይሠዩም ፡ እምነበ ፡
ካልእ ፡ ዘቦቱ ፡ መባሕት ፡ ለዝነቱ ።

፩ሺ፻፵፰ ፡ ሳብዒት ፡ ጥያቄ ፡ ስማዕት ፡ ለይኩኑ ፡ ንጹሐነ
እለ ፡ ይከውኑ ፡ ስምዐ ፡ ወአለ ፡ የእምንዎሙ ፡
ወእለ ፡ ኮኑ ፡ ጌራነ ፡ እምላእካኒሁ ፡ ወጎሩይ ፡
ዘእምታሕቲሁ ፡ ከመ ፡ ያንብሮ ፡ ምስለ ፡ ጽን
ዐት ፡ ወሃይማኖት ፡ ወከመ ፡ ይወልጥ ፡ ሀየንቲ
ሆሙ ፡ እመ ፡ አስተርእዮ ፡ ሀኬት ፡ ወሰኢን ፡
ላዕሌሆሙ ።

፩ሺ፻፵፱ ፡ ወለእመስ ፡ ኮነት ፡ ኅመቲ ፡ እምርተ ፡ ዲበ ፡
፩ዱ ፡ ግብር ፡ ዘእንበለ ፡ ካልእ ፡ ይከውን ፡
ሕጽጽ ፡ ኅመተ ፡ ዘእሁ ፡ ከመ ፡ ዘተሠደመ ፡
ለእውስቦ ፡ ብእሲት ፡ ወእኮ ፡ ላዕለ ፡ ንዋይ ፡
እው ፡ ላዕለ ፡ አሐቲ ፡ ሀገር ፡ ዘእንበለ ፡ እድያ
ሚሃ ፡ ወላዕለ ፡ ፩ዱ ፡ ግብር ፡ እምሰብእ ፡ ዘእን
በለ ፡ ካልአኒሆሙ ፡ በእንተ ፡ ዘአእመረ ፡ ልሳነ
ብሔሮሙ ፡ ወፍጥረቶሙ ፡ ዘእንበለ ፡ ካልእ
ኒሁ ፡ ወእይደሉ ፡ ከመ ፡ ይትቦደው ፡ ዘንተ ፡
ዘእንበለ ፡ ዳእመ ፡ በምግብና ።

፩ሺ፻፶ፀ ፡ ምዕራፍ ፡ ፫ቱ ፡ በእንተ ፡ ዘይኤዝዝዎ ፡ ቦቲ ፡
ይቤ ፡ እዛዚእነ ፡ በወንጌል ፡ ትዱስ ፡ “እትፍ
ትሐ ፡ በእድልዎ ፡ እላ ፡ ፍትሕ ፡ ጽድቅ ፡
ፍትሐ ።”

፩ሺ፻፶፩ ፡ ድስቅ ፡ ዘኒቱ ፡ ወይደሉ ፡ ከመ ፡ ይኩን ፡

ንም ፡ ስለመውስድ ፡ ስለሥራዎቿም ፡ ስለግወ
ጣጣት ፡ ይናገራል ። እርሷን ፡ ለማስተዳደር ፡
የሚገባ ፡ ቢሆን ፡ ይጠብቃት ። ወይም ፡ ይሹም ፡
ከዚህ ፡ በኋላ ፡ ከአደራ ፡ ወገን ፡ በሹማምቱ ፡
እጅ ፡ ያለውን ፡ ከዚህም ፡ በኋላ ፡ የድኃ ፡ እደተ
ንና ፡ በትድድር ፡ ሥር ፡ ያሉትን ፡ ስዎች ፡ ሥራ
ይወቅ ።

፩ሺ፻፶፪ ፡ አምስተኛዬቱ ፡ አዛዥ ፡ እንደወስነ ፡ ትእ
ዛዙን ፡ ማድረግ ፡ ነው ። በእርሷም ፡ ያለመከል
ከል ፡ ሕግ ፡ እዝላለች ፡ እርሷን ፡ ያዘዘለት ፡
ሰው ፡ ቢኖር ፡ ግን ፡ ጠባቂ ፡ ይሁን ። ይህም ፡
ባይሆን ፡ ይሹም ።

፩ሺ፻፶፫ ፡ ስድስተኛዬቱ ፡ በሥራ ፡ ታላቅ ፡ ቢሆን ፡
ለፍርድ ፡ የሚሰማውን ፡ ምክትል ፡ ማድረግ ፡
ነው ። ምክትል ፡ ላደረጉት ፡ እርሱን ፡ ያልነገረ
ለትን ፡ (ያልፈቀደለትን) ፡ ሌላውን ፡ ምክትል ፡
ቢያደርግ ፡ እይገባውም ። ለፍርድ ፡ ሹመት ፡
የሚጠቅም ፡ ዳኛ ፡ ከሞተ ፡ በኋላ ፡ ሥራው ፡
ታላቅም ፡ ቢሆን ፡ ሊሾም ፡ ሥልጣን ፡ የለውም ።
ለዚህ ፡ መብት ፡ ካለው ፡ ከሌላው ፡ ይሾም ፡
እንጂ ።

፩ሺ፻፶፬ ፡ ስባተኛዬቱ ፡ የምስክሮች ፡ ማሰረጃ ፡ ናት ።
ምስክር ፡ የሚሆኑ ፡ ስዎች ፡ ንጹሐንና ፡ የሚያም
ኗቸው ፡ ይሁኑ ። ከአገልጋዮቹ ፡ ደጋግ ፡ የሆ
ኑት ፡ ከበታቹ ፡ ያለው ፡ ምርጥ ፡ በሃይማኖት
ከመጽናት ፡ ጋር ፡ ያኖረው ፡ ዘንድ ፡ ስንፍና ፡
ድካም ፡ በተገለጠባቸው ፡ ጊዜ ፡ ስለእነርሱ ፡
ይለውጥ ፡ ዘንድ ።

፩ሺ፻፶፭ ፡ ሹመቱ ፡ በሌላው ፡ ሳይሆን ፡ በእንድ ፡ ሥራ ፡
የታወቀች ፡ ብትሆን ፡ ሹመቱ ፡ ጎደሎ ፡ ይሆ
ናል ። በገንዘብ ፡ ያይደለ ፡ ሚስት ፡ ለማግባት ፡
ወይም ፡ በዙሪያዋ ፡ ሳይሆን ፡ በእንዲት ፡ መን
ደር ፡ ከባልንጀሮቹ ፡ ተለይቶ ፡ ቋንቋቸውንና ፡
ትውልዳቸውን ፡ ስላወቀ ፡ በመላው ፡ ሳይሆን ፡
ከሰዎች ፡ በ፩ ፡ ወገን ፡ እንደተሾመ ፡ ሰው ፡ በሹ
መት ፡ ቢሆን ፡ ነው ፡ እንጂ ፡ ይህን ፡ ሊተላለፍ ፡
አይገባውም ።

፩ሺ፻፶፮ ፡ ሦስተኛ ፡ ምዕራፍ ፡ ስለሚያዝዙበት ፡ ደና
ገራል ። ጌታችን ፡ በቅዱስ ፡ ወንጌል ፡ እውነ
ተኛ ፡ ፍርድ ፡ ፍረዱ ፡ እንጂ ፡ በአድልዎ ፡ እት
ፍረዱ ፡ እለ ። (ዮሐ ፡ ፮ ፡ ፳፬) ።

፩ሺ፻፶፯ ፡ ድስቅ ፡ ፮ ፡ ቅንና ፡ የእግዚአብሔርን ፡ ፈቃድ ፡

ራትዐ : ወተላዌ : ፈቃዱ : ለእግዚአብሔር ።
 ዘጌቱ : ወነዋ : ተጽሕፈ : ውስተ : መገመር :
 “ወርትዐ : ፍትሔ : ለ : ደቂቀ : አንሰ : እመ
 ሕያው” ። ዘ፲ቱ : ወካዕበ : ይቤ : እግዚአብ
 ሔር : ኢታድሉ : ለገጸ : ባዕል : በውስተ :
 ፍትሕ : ወኢትምሐር : ለነዳይ : እስመ : ለፍ
 ትሕ : አልቦ : ውስቱቱ : ምሕረት : ወእእምሩ
 ነኑነኔ : ነሎን : ኃጣውእ : ዘዘዚእሃ : ከመ :
 ኢይኩን : እምኔከመ : ዐመፃ : ለ፩ዱ : ከመ :
 ኢይትነሣእ : ላዕሌክመ : መፃተ : እግዚአብ
 ሔር : በእንተ : ፍትሐ : ዐመፃ : ዘእንትመ :
 ፈታሕክመ : ወውእቱ : ይሌለላክመ ።

፩ሺ፩፻፵፪ ወተዐተቡ : እምተመስሎ : በረበናት : ዘካህ
 ናት : እለ : ኮኑ : ስምዐ : ላዕለ : ሶስና : በባቢ
 ሎን : ወፈትሔ : ላዕሌሃ : ፍትሐ : ሞት : በሀ
 መፃ : ከመ : ኢትኩን : ድልዋነ : ለኩነኔ : እም
 ፈታሕት ። እስመ : ለሶስና : እድገና : እግዚ
 አብሔር : እምእደዊሆመ : ለዐላውያነ : ሕግ :
 በእደ : ዳንኤል : ነቢይ : ወለእልክቱስ : ረበ
 ናተ : ካህናት : ቀተሎመ : በእንተ : ዘእበሱ :
 ላዕሌሃ : ወወድዮመ : ውስተ : ነኑነኔ : እላት ።

፩ሺ፩፻፵፫ ወእግዚአብሔርሰ : የእምር : ፍትሐክመ :
 ዘትፈትሔ : ቦቱ : ወእይትከህለክመ : ትን
 ብእ : እምኔሀ ። ወለእመ : ኮነ : ርቱዐ : ፍትሕ
 ክመ : ትረክበ : ሰዓተ : ሠናየ : በርትዕ : እም
 ኔሀ : በገ : ዓለም : ወበዘይመጽእኔ ። ወለአ
 መሰ : ኮነ : ፍትሕክመ : በዐመፃ : ትረክዘ :
 እከይተ : ብዙንተ ።

፩ሺ፩፻፵፬ ወእአምሩ : ከመ : ፍርሃተ : ገጽ : ይመጽእ :
 በነሣእ : እምኑ : ወሕልያን : ወትከውኑ : ከማ
 ሆመ ። ይደሉ : ከመ : ኢትትወከፍ : እምኑ :
 እምእሐዱኒ : ሶበ : ትዙቦ : ሣመተ : ዘእንበለ :
 አምነበ : ዘአልቦቱ : መባሕት : ዘከመ : ወልድ
 ወወላዲ ።

፩ሺ፩፻፵፭ ወይደልም : ከመ : የአዝዞ : ለዘያተልም : በዘ
 ተአዘዘ : ቦቱ : ውኡቱ : ወከመ : የአዝዞመ :
 ለላእካኒሀ : ወለመገብተ : ህየንቱዞ : በፈረዐ :
 እግዚአብሔር : ወበእስተሐምም : በእንተ :
 ኅሣው : ንዋያት ። ወየአዝዞመ : ለመርዳእያ
 ኒሀ : ለምሐክ : በተጻልእ : ወእይደሉ : ከመ :
 ይትዝር : ውስተ : መካነ : ምነኖን : ተሣ

የሚከተል : ሊሆን : ይገባል ። ፯ ። በመዝሙ
 ርም : እነሆ : ተጽፏል ። የሰው : ልጆች : ሆይ :
 እውነት : ፍረዱ ። (መዝ : ፶፰ : ፩) ። ፲ : ዳግ
 መኛም : እግዚአብሔር : እንዲህ : እለ ። በፍ
 ርድ : ጊዜ : ለባለጸጋ : ፊት : አታድላ ። ለድን
 ውም : አትዘንሰት : እለ : በፍርድ : ውስጥ :
 ምሕረት : የለምና ። (ዘሌ : ፲፱ : ፲፭) ። ከእናንተ
 በእንዱ : ላይ : በደል : እንዳይሆን : የነጢአቶ
 ችን : ሁሉ : ፍርድ : በየራሷ : እወቁ ። እናንተ :
 በፈረዳችሁት : የዓመፅ : ፍርድ : የእግዚአብሔ
 ር : መፃት : በላያችሁ : እንዳይመጣ : እርሱም :
 ይጠይቃችኋል ።

፩ሺ፩፻፵፮ በባቢሎን : በሶስና : ላይ : የሐሰት : ምስክ
 ሮች : የሆኑና : በዓመፅ : የሞት : ፍርድ : የፈረ
 ዱባትን : የካህናት : መምህራንን : ከመምሰል :
 ተጠበቁ ። ከዳኞች : ለቅጣት : ዝግጁዎች : እን
 ዳትሆኑ ። እግዚአብሔር : ሶስናን : በነቢይ :
 ዳንኤል : ቃል : ከሕግ : እፍራሾች : እጅ : እድ
 ኗታልና ። እኒህን : የካህናት : መምህራንን :
 ግን : በእርሷ : ላይ : ስለበደሉ : ገደላቸው ።
 ወደእላት : ቅጣትም : ጨመራቸው ። (ተረ :
 ዳን : ፶፰ : ፳፩) ።

፩ሺ፩፻፵፯ እግዚአብሔር : ግን : የምትፈርዱትን :
 ፍርድ : ያውቅባችኋል ። ከእርሱም : ልትሸሽጉ :
 እትችሉም ። ፍርዳችሁ : የቀና : ቢሆን : በእው
 ነት : በእርሱ : ዘንድ : በዚህም : ዓለም : በሚመ
 ጣውም : ዓለም : መልካም : ዋጋ : ታገኛላችሁ።
 ፍርዳችሁ : በዓመፅ : ቢሆን : ግን : ብዙ : ፍዳ :
 ታገኛላችሁ ።

፩ሺ፩፻፵፱ ፈት : አዶቶ : ማድላት : እጅ : መንሻንና :
 መማለጃን : በመቀበል : እንደሚመጣ : እወቁ ።
 እንደ : እነርሱም : ትሆናላችሁ ። ሹመት : በስ
 ጠሽው : ጊዜ : ካንድ : ሰው : እንኳ : እጅ :
 መንሻ : እንዳትቀበል : ይገባል ። መብት : ከሌ
 ለው : ዘንድ : ቢሆን : ነው : እንጂ ። ይኸውም :
 እንደ : ልጆችና : እንደ : አባት : ያለ : ነው ።

፩ሺ፩፻፶፩ ምክትሉን : እርሱ : በታዘበበት : ሊያዝዘው :
 እገልጋዮችንና : ሹማምቱንም : እግዚአብሔ
 ርን : በመፍራትና : ገንዘብን : ስለመሻት : በመ
 ትጋት : ስለእርሱ : ፋንታ : ሊያዝዛቸው : ይገ
 ባል ። ረዳቶቹንም : በጠብ : ጊዜ : ለመራራት :
 ይዘዛቸው ። በሸንጎው : ቦታ : መገበያየት :
 ወይም : መሻረክ : ወይም : ይህን : የሚመስለው

አንቀጽ ፡ ፵፫ ፡

ሰለ ፡ ጻኛ ፡

ይህ ፡ ወላ ፡ ተሳትፎ ፡ ወላ ፡ ዘይመስሎ ፡ ለዝ
ንቱ ፡ እ ፡ ለነፍሱ ፡ ወላ ፡ ለመጋቢሁ ፡ ዘሰ
ጠቅ ፡ ሎቱ ፡ ወከመ ፡ እይትወከፍ ፡ ፩ዱ ፡ እም
ተጻላእያን ፡ ዘእንበለ ፡ በዓለ ፡ ዕዳሁ ፡ ወላ ፡
እምድጎረ ፡ ተፈልጦቶሙ ።

ለራሱ ፡ ወይም ፡ ለታወቀው ፡ ሹሙ ፡ ሊደረግ ፡
እይገባም ፡ ከጠበቃች ፡ ሰዎች ፡ እንዲን ፡ ያለባ
ላጋራው ፡ ወይም ፡ ከተለያዩ ፡ በኋላ ፡ ሊቀ
በል ፡ እይገባም ።

፩ሺ፬፻፵፮ ምዕራፍ ፡ ራብዕ ፡ በእንተ ፡ ትእዛዛት ፡
ፍትሐቱ ፡ ይደልዎ ፡ ቅድመ ፡ ከመ ፡ ያስተርእ ፡
መጽሐፈ ፡ ሢመቱ ፡ ወይትነበብ ፡ በውስተ ፡
መካነ ፡ ምክፍኑ ፡ ከመ ፡ ይሰማዕ ፡ ዜናሁ ፡ ወእ
ምዝ ፡ ያዕርጉ ፡ ሎቱ ፡ ነገረ ፡ ምክንያቶሙ ፡
ለሙቀሓን ፡ ወለዕለ ፡ ሀለዉ ፡ በግዘት ፡ ይፍ
ታሕ ፡ ለዘይደልዎ ፡ ፍትሐት ፡ እምነቢሁ ፡
ወይጎድግ ፡ ለዘእይደልዎ ፡ ፍትሐት ፡ ወእ
መኒ ፡ በእንተ ፡ ተእምኖቱ ፡ ወበስምዕ ፡ ዘኩነ ፡
ሎቱ ፡ አው በእንተ ፡ እበይኖ ፡ ላላሌሁ ።

፩ሺ፬፻፵፮ ፩ኛ ፡ ምዕራፍ ፡ ሰለፍርዕ ፡ ትእዛዛት ፡ ይና
ገራል ፡ እስቀድሞ ፡ ወሬው ፡ ይለማ ፡ ዘንድ ፡
የሹመቱ ፡ ደብዳቤ ፡ በእደባባይ ፡ ሊታይና ፡
ሊነበብ ፡ ይገባል ፡ ከዚህ ፡ በኋላ ፡ የታሠሩትን ፡
ሰዎችና ፡ በግዘት ፡ ያሉትን ፡ ሰዎች ፡ ምክንያት፡
ነገር ፡ ይንገሩት ፡ በእርሱ ፡ ሥልጣን ፡ ሊፈታ
የሚገባውን ፡ ይፍታ ፡ መፈታት ፡ የማይገባውን
ያቆየው ፡ ስለመታመኑና ፡ ስለ ፡ ተመሰክረላት ፡
ወይም ፡ ስለተፈረደበት ፡ ቢሆን ።

፩ሺ፬፻፵፯ ወለዘኒ ፡ ይቤ ፡ ግፉሶ ፡ እነ ፡ ወእሀለው ፡
በዓለ ፡ ዕዳሁ ፡ ከመ ፡ የሐድሰ ፡ ተኳንኖቶ ፡ ይጽ
ሐፍ ፡ መልእክተ ፡ ኅዘ ፡ በዓለ ፡ ዕዳሁ ፡ ከመ ፡
ይብጸሕ ፡ ለተኳንኖ ፡ ለእመ ፡ ሀለው ፡ በመካን ፡
ቅሩብ ፡ ወለእመ ፡ ተድጎረ ፡ ይፍትሐ ፡ ወይ
ረንዎ ፡ እምድጎረ ፡ ወሀቢ ፡ ትሕቢተ ፡ ወለ
ዘሂ ፡ ተጠየቀ ፡ ከመ ፡ ነዳይ ፡ ውእቱ ፡ ይንሣእ ፡
እምኔሁ ፡ ተሓባዩ ፡ ከመ ፡ ይፍትሐ ፡ እስከ ፡
እመ ፡ ይረከብ ፡ ዘይፈዲ ፡ ሎቱ ፡ ዘተለቅሐ ፡
ወእምዝ ፡ የእዝዞሙ ፡ ለላእካኒሁ ፡ ከመ ፡ እይ
ብእ ፡ ኅቤሁ ፡ ዕድወ ፡ ዘእንበለ ፡ እድወ ፡ ወእ
ያቅድሙ ፡ በዓለ ፡ ዕዳ ፡ እምበዓለ ፡ ዕዳሁ ፡
ወእ ፡ ለዘተድጎረ ፡ እምነ ፡ ዘቀደመ ።

፩ሺ፬፻፵፯ ከርከሩን ፡ ያድስ ፡ ዘንድ ፡ ባላጋራው ፡ በሌ
ለበት ፡ እኔ ፡ ተዘድያለሁ ፡ ቢል ፡ ወደ ፡ ባላጋ
ራው ፡ ደብዳቤ ፡ ይጻፍ ፡ በቅርብ ፡ ቦታ ፡
ካለ ፡ ለመፈራረድ ፡ ይደርስ ፡ ዘንድ ፡ ቢቀር ፡
ዋስ ፡ ከለጠ ፡ በኋላ ፡ ፈትቶ ፡ ይሰደደው ፡ ደኃ ፡
እንደሆነ ፡ ለታወቀ ፡ ሰው ፡ የተሰደረውን ፡ የሚ
ከፍልበት ፡ እስኪያገኝ ፡ ድረስ ፡ ከእርሱ ፡ ዋስ ፡
ይቀበል ፡ ከዚህ ፡ በኋላ ፡ እጋፋሪዎቹን ፡ ባላጋ
ራውን ፡ ከባላጋራው ፡ ለይተው ፡ ወደእርሱ ፡
እንዳያስገቡ ፡ ባለዕዳን ፡ ከባለዕዳው ፡ የኋለኛው
ንም ፡ ከቀደመው ፡ እንዳያስቀድሙ ፡ ይዘዛ
ቸው ።

፩ሺ፬፻፵፰ ወይደሉ ፡ ሎቱ ፡ ከመ ፡ ይኩን ፡ ዘዳእ ፡ ወእ
ተዓባዩ ፡ ወእይፍታሕ ፡ እንዘ ፡ ቦቱ ፡ ዘይማ
ሰኖ ፡ ለሕሊናሁ ፡ ዘከመ ፡ ቀጥዓ ፡ ወፍርሃት ፡
መዘውካን ፡ ወዘከመ ፡ ኅዘን ፡ ወፍሥሐ ፡ መር
ሰዓን ፡ ወዘከመ ፡ ረኅብ ፡ ወጽምእ ፡ ነካይያን ፡
ወዘከመ ፡ ደዌ ፡ ወሕማም ፡ እሕማምያን ፡ ወዘ
ከመ ፡ ንዋም ፡ ወድቃስ ፡ መዋዕያን ፡ ወዘከመ ፡
ሀኬት ፡ ወድካም ፡ እሕማምያን ፡ ወበሰካርኒ ፡
ወቅላሌ ፡ ወተእንትሎ ፡ እምብዝነ ፡ ፈቲሐ ፡
ፍትሐ ፡ ወእይደልዎ ፡ ሎቱ ፡ ከመ ፡ ይሠወር ፡
ዘእንበለ ፡ ጊዜያት ፡ ለዕረፍት ፡ ወለገቢረ ፡ መፍ
ቅዳት ።

፩ሺ፬፻፵፰ ፀጥ ፡ ያለ ፡ የማይታበይ ፡ ይሆን ፡ ዘንድ ፡
ይገባዋል ፡ እሳቡን ፡ የሚለውጥ ፡ ነገር ፡ እያለ
በት ፡ እይፍረድ ፡ ይኸውም ፡ እንደሚያውቁት ፡
እንደ ፡ ቁጣና ፡ እንደ ፡ ፍርሃት ፡ እንደሚያዘነጉ ፡
እንደ ፡ ኅዘንና ፡ እንደ ፡ ይሰታ ፡ እንደሚነኩ ፡
እንደ ፡ ረኅብና ፡ እንደ ፡ ዕምሶ ፡ እንደሚያባ
ምሙ ፡ እንደ ፡ ደዌና ፡ እንደ ፡ ሕማም ፡ ድል ፡
እንደሚነሡ ፡ እንደ ፡ እንቅልፍና ፡ እንደ ፡ ሽል
ብታ ፡ እንደሚያሳዝኑ ፡ እንደሰንፍናና ፡ እንደ ፡
ድካም ፡ ያሉ ፡ ናቸው ፡ በሰካርና ፡ በመቅለል ፡
ፍርድን ፡ ከመፍረድ ፡ ብዛት ፡ የተነሣም ፡ በመ
ስልቸት ፡ እይፍረድ ፡ ለዕረፍትና ፡ ፈቀድን ፡
ለመረጸም ፡ በተወሰነው ፡ ጊዜ ፡ ካልሆነም ፡
በቀር ፡ ሊሰወር ፡ እይገባውም ።

፩ሺ፬፻፵፱ ወእምከመ ፡ በጽሐፍ ፡ ኅቤሁ ፡ ተጻላእያን ፡

፩ሺ፬፻፵፱ የተጣሉ ፡ ሰዎች ፡ ወደእርሱ ፡ ከመጡ ፡ ጀማሪ

አንቀጽ ፡ ፵፫ ፡

ሰለ ፡ ጻኛ ፡

ይውጥን ፡ በቀዳማዊ ፡ በቀደመ ፡ ወእያቅድሞ ፡
 ለዘደኃሪ ፡ እምውሰተ ፡ ብዙኅ ፡ እምፍትሐት ፡
 አሐቲ ፡ ወእመቦ ፡ እመስተባእሳን ፡ እለ ፡
 ጸመጤ ፡ ወእለሂ ፡ በሐዊሪ ፡ ፍኖት ፡ አው ፡
 በደዌ ፡ በተዳደቆሙ ፡ ወያስተዓሪ ፡ ማእከለ ፡
 መስተባእሳን ፡ በበዊእ ፡ ወበነበይ ፡ ወበተወክ
 ሮሂ ፡ ወአፅምያ ፡ ኅበዘመ፡ ወተናግሮ ፡ ሎሙ ፡
 ወእርትዖ ፡ ውስተ ፡ ፍትሕ ፡ ሎሙ ፡ ወላዕሊ
 ሆሙ ፡ ወእያልኖለሰ ፡ ምስለ ፡ ጭ ፡ እምእ
 ሆሙ ፡ ወእያህበ ፡ ምክንያተ ፡ ወእያትበአሰ ፡
 ወእያመካኒ ፡ ቦቱ ፡ እመኒ ፡ ኮነ ፡ ጽኑዐ ፡ አው ፡
 ድኩሙ ፡ አው ፡ ንእሱ ፡ ወክበሪ ፡ ከሙ ፡ አይ
 ምስሎ ፡ ለክበር ፡ በደረጃህም ፡ ወእንዳይ ፡ ወጽ
 ኑሰ ፡ ከሙ ፡ አይቅበጽ ፡ ርትዐ ፡ ዘአው ፡ ወእ
 ያስተድኑር ፡ ገዢ ፡ ፍትሕ ፡ እምከሙ ፡ ተጋ
 አዙ ፡ መስተባእሳን ፡ በእንበለ ፡ በግብር ፡ ጽኑዕ

በሆነው ፡ በፈተኛው ፡ ሰው ፡ ይጀምር ፡ በእን
 ዲት ፡ ፍርድ ፡ ሷሰኛውን ፡ ከብዙዎች ፡ እያስቀ
 ድመው ፡ ከተጣሉት ፡ ሰዎች ፡ መንገድ ፡ በመ
 ሄድም ፡ ቢሆን ፡ ወይም ፡ ድንገት ፡ ባገኛቸው ፡
 ደዌ ፡ የደከሙ ፡ ቢኖሩ ፡ በተጣሉ ፡ ሰዎች ፡ መካ
 ከል ፡ በመግባትና ፡ በመቀመጥ ፡ በመቀበልና ፡
 ወደ ፡ እነሱም ፡ በማዳመጥ ፡ እነርሱንም ፡ በማን
 ጋዝር ፡ ለእነሱም ፡ ፍርድን ፡ በማቀናት ፡ ትክ
 ከለኛ ፡ ይውን ፡ ከእነርሱም ፡ ከአንዱ ፡ ጋራ
 አያሾክሾክ ፡ (ቆይታ ፡ አያድርግ) ፡ ምክንያ
 ትም ፡ እያስጠው ፡ አይጣለውም ፡ ብርቱ
 ወይም ፡ ደካማ ፡ ወይም ፡ ድን ፡ ባለጸጋም
 ቢሆን ፡ አያመካኝበት ፡ ባለጸጋውን ፡ የሚሪ
 ፍት ፡ እንዳይመሰለው ፡ ደንኅና ፡ ችግረኛም
 በፍርዱ ፡ ተስፋ ፡ እንዳይቆርጡ ፡ የተጣሉት
 ከተከራከሩ ፡ በኋላ ፡ ጽኑ ፡ ችግር ፡ ካልሆነ
 በቀር ፡ ፍርድ ፡ መሰጠትን ፡ ወደኋላ ፡ አይበል ፡

፩ሺ፬፻፶፯ ወእያፍታሕ ፡ ለርእሱ ፡ ወእ ፡ ለአሐዱ ፡ እም
 ወላደያኒው ፡ ወእ ፡ ለእምኑሙ ፡ ወውሉዱ ፡
 ወውሉደ ፡ ወሉዱ ፡ ወእ ፡ ለእኅዋዎ ፡ ወብእ
 ሰቱ ፡ ምስለ ፡ ካልአኒሆሙ ፡ ወይደልዎ ፡ ከሙ ፡
 ይፍታሕ ፡ ለካልእ ፡ ምስለ ፡ ካልእ ፡ ወከሙ ፡
 ይፍታሕ ፡ ሎሙ ፡ ምስለ ፡ ካልአኒሆሙ ፡ ለእመ
 ፈቀዱ ፡ መስተባእሳን ፡ ወይከሙኖ ፡ እንከ ፡
 ከሙ ፡ ይአበዩ ፡ ወባሕቱ ፡ እሱ ፡ ይትጫኑን ፡
 ምስለ ፡ ካልአኒሆሙ ፡ ኅበ ፡ መጋዘው ፡ ወእ
 ያከሙኖ ፡ ሎቱ ፡ ከሙ ፡ ይከን ፡ ስምዐ ፡ በእንቲ
 አሆሙ ፡ ወእያደልዎ ፡ ከሙ ፡ ይፍታሕ ፡ ለጸ
 ላእው ፡ ወላዕሊው ፡ ካሰበ ፡ ወእያደልዎ ፡ ሎቱ ፡
 ከሙ ፡ ይከን ፡ ስምዐ ፡ በላዕሊው ፡ እሱሙ ፡ ግብ
 ራት ፡ በፍትሕ ፡ ከሙታት ፡ እሙንቱ ፡ መግባር ፡
 ከዋን ፡ ስምዕ ፡ ኅብእት ፡ ይእቲ ፡

፩ሺ፬፻፶፱ ለራሱ ፡ ከወላጆቹም ፡ ስለንደኛው ፡ ወይም ፡
 ለአያቱ ፡ ስልጆቹ ፡ ስልጅ ፡ ልጆቹም ፡ ወይም ፡
 ለወንድሞቹ ፡ ለሚሰቱም ፡ ከሌሎች ፡ ጋራ ፡
 አይፍረድ ፡ ስሌላው ፡ ከሌላው ፡ ጋራ ፡ የተጣሉ ፡
 ሰዎች ፡ ከወደዱ ፡ ከሌሎች ፡ ጋራ ፡ ይፈርድላ
 ቸው ፡ ዘንድ ፡ ይገባዋል ፡ እንቢ ፡ ሲልም ፡ እን
 ግደዘ ፡ ይገባዋል ፡ ነገር ፡ ግን ፡ እነርሱ ፡ ከሌ
 ሎች ፡ ጋራ ፡ ክሾሙ ፡ ዘንድ ፡ ይፋረዱ ፡ ስለነር
 ሱም ፡ ምስክር ፡ ሊሆን ፡ አይገባውም ፡ ጻግመ
 ኛም ፡ በጠላቱ ፡ ላይ ፡ ሊፈርድ ፡ አይገባውም ፡
 በእርሱም ፡ ምስክር ፡ ሲሆን ፡ አይገባውም ፡
 የፍርድ ፡ ሥራዎች ፡ ግልጾች ፡ ፍቸውና ፡ የምስ
 ክርነት ፡ ሁኔታ ፡ ሥራ ፡ ግን ፡ የተሰወረች ፡
 ናትና ፡

፩ሺ፬፻፶፩ ወእምከሙ ፡ ራትሐ ፡ ፍትሐ ፡ ለጭ ፡ ወእ
 ምዘ ፡ ተሐደሰ ፡ እምሳሊው ፡ ዘከማው ፡ ይደ
 ልዎ ፡ ከሙ ፡ ይፍታሕ ፡ ቦቱ ፡ በዘያበጽሕ ፡
 ጸሕቆ ፡ ኅበዙ ፡ በውእቱ ፡ ገዜ ፡ ወእመኒ ፡
 ኢኅብሪ ፡ ምስለ ፡ ፍትሐ ፡ በቀደመ ፡ ራቲሐ ፡
 ከማው ፡ እምሳሊው ፡ ወእያብዋል ፡ ፍትሐ ፡
 ነፍሱ ፡ ወእ ፡ ፍትሐ ፡ ካልእ ፡ በእንበለ ፡
 ለእሙ ፡ ወለው ፡ ነገር ፡ ሕጋዊ ፡ በኢኅብሪ ፡
 ምስለ ፡ ቃለ ፡ ሕግ ፡ ግሃድ ፡ አው ፡ በትርጓሜ ፡
 አው ፡ በትእዛዝ ፡ ቀኖናት ፡ በተጋብኑ ፡ በእ

፩ሺ፬፻፶፩ ለአንዱ ፡ ፍርድ ፡ በፈርድ ፡ ከዚህም ፡ በኋላ ፡
 እንደዚሁ ፡ የመሰሰ ፡ ቢታደስ ፡ በዚያ ፡ ገዜ ፡
 አባቡን ፡ ወደ ፡ እርሱ ፡ በሚያደርስ ፡ ገንዘብ ፡
 ሊፈርድበት ፡ ይገባዋል ፡ በመጽሐፍ ፡ ከቀደ
 መው ፡ ፍርዱ ፡ ጋራ ፡ ምንም ፡ ባይተባበር ፡
 ምሳሌው ፡ እንደዚሁ ፡ ነው ፡ የራሱን ፡ ፍርድ ፡
 ወይም ፡ የለላውን ፡ ፍርድ ፡ አይለውጥ ፡ ከሕግ
 ቃል ፡ ጋራ ፡ የማይተባበር ፡ ሕጋዊ ፡ ነገርን ፡
 በግልጽ ፡ ወይም ፡ በትርጓሜ ፡ ወይም ፡ አባቶች
 ገንዘብ ፡ ባደረጉት ፡ እውቀት ፡ ስለእነርሱ ፡

አንቀጽ ፡ ፵፫ ፡

ሰለ ፡ ፳፻ ፡

ንቲአሆን ፡ አበው ፡ በአእምሮ ፡ ዘአጥረደዎ ፡
አው ፡ ዘይመሰሉ ፡ ለልዑናው ፡ አእምሮ ፡
እሰመ ፡ ተመይጦተ ፡ ርትሶ ፡ ይኔይሰ ፡ እምተኃ
ልፎ ፡ ላዕለ ፡ ቃል ፡ ሶፋሶ ፡ ወይፋታሕ ፡ በዙተ
ግዘይ ፡ እምቃል ፡ እሙን ፡ ውሰተ ፡ መንበረ ፡
ናትሕ ፡ ለእመ ፡ ተጠየቀ ፡ አእምሮቱ ፡ በኃ
ዜው ፡ ወበኅበ ፡ ተእማኒ ፡ አው ፡ በዙተክሥተ ፡
በሰማዕት ፡ ለእመ ፡ ቆመ ፡ አው ፡ መሐላ ፡
ለእመ ፡ ደለወ ፡ ወእይፋታሕ ፡ ላዕለ ፡ ዘእየአ
ምሮ ፡ ዘእንበለ ፡ ግጽዌ ፡

በተሰበሰቡ ፡ በመጸሕፍት ፡ ትእዛዝ ፡ ወይም ፡ ለል
ቡናው ፡ በመሰለው ፡ ሕጋዊ ፡ ነገርን ፡ ካልሰ
ወጠ ፡ በቀር ፡ ወደማይጠቅም ፡ ነገር ፡ ከመተላ
ለፍ ፡ ይልቅ ፡ ወደ ፡ ቅን ፡ ነገር ፡ መመለስ ፡
ይሻላልና ፡ እወቅ ፡ በፍርድ ፡ እደባባይ ፡ ክታ
መነው ፡ ቃል ፡ የተነሣ ፡ በተገለጸለት ፡ ገንዘብ ፡
በእርሱና ፡ በታማኙ ፡ ዘንድ ፡ እውቀቱ ፡ ቢረጋ
ገጥ ፡ ወይም ፡ በምስክሮቹ ፡ በተገለጸው ፡ ነገር ፡
ቢጸና ፡ ወይም ፡ መሐላ ፡ የሚገባው ፡ ቢሆን ፡
ይፍረድ ፡ በማያውቀውም ፡ ላይ ፡ ሳይለይ ፡ እይ
ፍረድ ፡

፳፻፱፻፶፪ ምዕራፍ ፡ ኃምሰ ፡ በእንተ ፡ መሐላ ፡ ይበ ፡
ጳውሎስ ፡ ሐዋርያ ፡ ሶብ ፡ ፮፡ “ወመሐላሰ ፡
ዘይምሕል ፡ ሰብእ ፡ በዘውእቲ ፡ የዐቢ ፡ እም
ኒው ፡ ይምሕል ፡ ወኮሉ ፡ ኃእዝ ፡ ዘትከውን ፡
ማእከሌሆሙ ፡ ትትረጸም ፡ በመሐላ ፡ ወበእ
ንተ ፡ ውእቲ ፡ ፈድፋድ ፡ እፍቀረ ፡ እግዚአብ
ሔር ፡ ከመ ፡ ያርእ ፡ ለወራሰያነ ፡ ተስፋ ፡
ከመ ፡ ተስፋው ፡ እየዐሉ ፡ ወእጽንዖ ፡ በቃለ ፡
መሐላ” ፡ ወሶብ ፡ እዘሎ ፡ ምንትኒ ፡ ዘየዐቢ ፡
እምኒው ፡ ከመ ፡ ይምሕል ፡ ቦቲ ፡ መሐላ ፡ በር
እሱ ፡ ወይቤ ፡ እነ ፡ ባርኮ ፡ እባርከከ ፡ ወእብ
ዡኖ ፡ አሰተባዝኸከ ፡ ወቃል ፡ እግዚእነ ፡ ዘው
ሰተ ፡ ወንጌል ፡ ዘይበ ፡ እትምሕሉ ፡ ግሙራ ፡
ወእኮ ፡ ዘይበ ፡ በእንተ ፡ ተፋትሐታት ፡ አላ ፡
ይበ ፡ በእንተ ፡ ተናግሮ ፡ እሰመ ፡ ውእቲ ፡
ፈጸመ ፡ ዘንተ ፡ ቃለ ፡ በቃሉ ፡ ዘይብል ፡ ለት
ኩን ፡ ቃልከመ ፡ እመኒ ፡ እወ ፡ እወ ፡ ወእመኒ ፡
አልቦ ፡ አልቦ ፡ ወይቤ ፡ ካሰበ ፡ ዘተወሰከሰ ፡
ላዕለ ፡ ዝንቲ ፡ እምእኩይ ፡ ውእቲ ፡ ወተወስ
ኮሰ ፡ ይእቲ ፡ እንተ ፡ እይትፈቀድ ፡ ኅበሃ ፡ ወከ
ዋነ ፡ መሐላሰ ፡ በጊዜ ፡ ኃእዝ ፡ ናው ፡ ይትፈ
ቀድ ፡ በበይነ ፡ ግብር ፡ ወባሕቲ ፡ ይይሉ ፡ ለሰ
ብእ ፡ ከመ ፡ እይምሕል ፡ በዘይትከሎ ፡
ይበይቱ ፡ መሐላው ፡ በንዋዩ ፡ ወዘእንበለ ፡
ንዋዩ ፡ በእንተ ፡ ሰበዩ ፡ እግዚአብሔር ፡ ባሕ
ቲቲ ፡ ወበእንተ ፡ ዘይሴፎ ፡ ዘሀለወ ፡ ኅበው ፡

፳፻፱፻፶፪ ጅኛው ፡ ምዕራፍ ፡ ሰለመሐላ ፡ ይናገራል ፡
ሐዋርያ ፡ ጳውሎስ ፡ እንዲህ ፡ እለ ፡ ሶብ ፡ ፬ ፡
መሐላሰ ፡ የሚምል ፡ ሰው ፡ ከእርሱ ፡ በሚበ
ልጥ ፡ ይምላል ፡ በመከላከላቸው ፡ የምትደረግ ፡
ክርክር ፡ ሁሉ ፡ በመዘላ ፡ ትረጸማለች ፡ ስለዚ
ህም ፡ ተስፋ ፡ ለሚወርሱ ፡ ተስፋውን ፡ እንዳይ
ሰቀር ፡ ይገልጽ ፡ ዘንድ ፡ እግዚአብሔር ፡ ፈጽሞ
ወደደ ፡ በመሐላ ፡ ቃልም ፡ እጸናው ፡ ይምልበ
ትም ፡ ዘንድ ፡ ከእርሱ ፡ የሚበልጥ ፡ ምንም ፡
ሰለሌለ ፡ መባረክን ፡ እባርክሃለሁ ፡ መባህትንም
እበሃለሁ ፡ ብሎ ፡ በራሱ ፡ ማለ ፡ (ሶብ ፡ ፮ ፡ ፲፫ -
፲፮) ፡ ጌታችንም ፡ በወንጌል ፡ ከቶ ፡ አትማሉ ፡
ያለው ፡ ቃል ፡ ሰለመራራረድ ፡ እይደለም ፡ ስለ
መናገር ፡ ተናገረ ፡ እንጂ ፡ ይህንን ፡ ትእዛዝ ፡
እርሱ ፡ ራሱ ፡ ቃላችሁ ፡ እውነቱን ፡ እውነት ፡
ሐሰቱን ፡ ሐሰት ፡ ትሁን ፡ በሚል ፡ ቃሉ ፡ ፈጽ
ሞታልና ፡ ዳግመኛም ፡ በዚህ ፡ ላይ ፡ የተጨመ
ረውሰ ፡ ክክፋ ፡ የተገኘ ፡ ነው ፡ እለ ፡ (ማቴ ፡ ፭ ፡
፴፬ - ፴፯) ፡ በእርሷ ፡ ላይ ፡ መጨመርሰ ፡ የማ
ትፈለግ ፡ ናት ፡ በክርክር ፡ ጊዜ ፡ ግን ፡ የመሐላ
ሁነታ ፡ በግልጽ ፡ ያሰራልጋል ፡ ነገር ፡ ግን
ለሰው ፡ መሐላውን ፡ በገንዘብ ፡ ወይም ፡ ያለገን
ዘብ ፡ ማስቀረት ፡ በሚቻለው ፡ ሁኔታ ፡ ስለእግ
ዚአብሔር ፡ ገናናነት ፡ ብቻ ፡ በእርሱም ፡ ያለ
ውን ፡ ተስፋ ፡ ስለሚያደርግ ፡ እንዳይምል ፡
ይገባዋል ፡

፳፻፱፻፶፫ ወይቤ ፡ ቅዱስ ፡ ዮሐንስ ፡ አፈወርቅ ፡ በው
ሰተ ፡ ትርጓሜ ፡ ዝንቲ ፡ ቃል ፡ ወእመ ፡ ትብ ፡
ምንት ፡ ይእቲ ፡ መሐላ ፡ እንተ ፡ የነሥሣ ፡ ወያ
መጽእ ፡ ወይሁባ ፡ ፩ዱ ፡ እሮን ፡ ለበይ ፡
በጊዜ ፡ ፈቀድ ፡ ኪያሃ ፡ እብ ፡ በራሪሀ ፡ እግዚ
አብሔር ፡ ይእቲ ፡ ወዘሃ ፡ ይገብር ፡ በሕግ ፡ ትእ

፳፻፱፻፶፫ ቅዱስ ፡ ዮሐንስ ፡ አፈ ፡ ወርቅም ፡ ይዘን ፡ ቃል
በተረጎመበት ፡ እንቀጽ ፡ እንዲህ ፡ እለ ፡ መሐ
ላ ፡ ምንድር ፡ ናት ? ፡ ብትል ፡ ከእኛ ፡ እንዲ ፡
በጓደኛው ፡ ላይ ፡ እርሷን ፡ በወደደ ፡ ጊዜ ፡ የሚ
ሻት ፡ የሚያመጣት ፡ የሚሰጣት ፡ መሐላ ፡ እግ
ዚአብሔርን ፡ በመፍራት ፡ ናት ፡ እላለሁ ፡ የመ

አንቀጽ ፡ ፵፫ ።

በለ ፡ ፳፭ ።

ዛዛት ፡ መሣሐውያት ፡ ኢይፈቅድ ፡ መሐላ ፡
እስመ ፡ ውእቱ ፡ ይከውን ፡ በጎበ ፡ ሰብእ ፡
ፍሩሀ ፡ ወእግዚእብሔር ፡ ይከውኖ ፡ ረዳኤ ።

ሢሕን ፡ የትእዛዛት ፡ ሕግንም ፡ የሚሠራ ፡ መሐ
ላን ፡ እይሻም ። እርሱ ፡ በሰው ፡ ዘንድ ፡ የተፈራ
ይሆናልና ። እግዚእብሔርም ፡ ረዳት ፡ ይሆንዋ
ልና

፩ሺ፬፻፶፬ በለ ፡ ጀቱ ፡ ኢትምሕል ፡ በሰመ ፡ እግዚእብ
ሔር ፡ በእንተ ፡ ግብር ፡ ዕሩቅ ፡ ወፈድፋደሰ ፡
በሐሰት ፡ ወናሁ ፡ እዘዘን ፡ ከመ ፡ ኢንምሕል ፡
በካልእ ፡ እምትእዛዛት ፡ መጻሕፍት ፡ አላ ፡
ሰእመ ፡ ኮነ ፡ በግብር ፡ ንምሕል ፡ በእንተ ፡
ሕጻተ ፡ እእምሮቶሙ ፡ ሰሰብእ ፡ ወእኮ ፡ ዘእን
በለ ፡ ፍርሀተ ፡ እግዚእብሔር ፡ ከመ ፡ ኢንትኮ
ነን ፡ በመሐላ ፡ ዘምሉእ ፡ ፍርሀተ ። ዘጅወጅቱ ፡
ወእመቦ ፡ እምጉልቋ ፡ ካህናት ፡ ዘይምሕል ፡
በሰመ ፡ እግዚእብሔር ፡ በሐሰት ፡ ይሰደድ ፡
፫ተ ፡ ዓመተ ።

፩ሺ፬፻፶፬ በለ ፡ ጀ ። በተርታ ፡ ነገር ፡ ያልቁንም ፡ በሐ
ሰት ፡ በእግዚእብሔር ፡ ሰም ፡ እትማል ። ከመ
ጻሕፍትም ፡ ትእዛዝ ፡ ወጥተን ፡ በሌላ ፡ ገዳን
ምል ፡ እነሆ ፡ እዝዞናል ። በሰዎች ፡ እውቀተ ፡
ማነስ ፡ በግድ ፡ እንድንምል ፡ በሆን ፡ ነው ፡
እንጂ ። ፍርሃትን ፡ በተመላ ፡ መሐላ ፡ እንዳይፈ
ረድብንም ፡ እግዚእብሔርን ፡ ያለመፍራት ፡
እይሁን ። ጅጅ ። ከካህናት ፡ ወገን ፡ በሐሰት ፡
በእግዚእብሔር ፡ ሰም ፡ የማለ ፡ ቢኖር ፡ ፫ ፡
ዓመት ፡ ይለይ ።

፩ሺ፬፻፶፮ መክ ፡ ያወጅቱ ፡ የጸወጅቱ ፡ ወለእመ ፡ ኮነ ፡
ማእከለ ፡ ጁቱ ፡ እደው ፡ ተሰናዳዎት ፡ በተግ
ባር ፡ እው ፡ ተላትፎት ፡ እው ፡ ኪዳን ፡ ወጻ
ሐፉ ፡ ማእከሌሆሙ ፡ መጽሐፈ ፡ ጥዩቀ ፡ ለእ
ጽንዖ ፡ መሐላ ፡ ዘማእከሌሆሙ ፡ ከመ ፡ ውት
ቶሙ ፡ ኢይገብኡ ፡ እምዘተሰነእው ፡ ቦቱ ።
ወለእመ ፡ ገብእ ፡ ፩ዱ ፡ እምኔሆሙ ፡ እምን ፡
ዘተጽሐፈ ፡ ይገሥጸ ፡ መኩንን ፡ በእንተ ፡
መሐላሁ ፡ በሐሰት ፡ ወይደልዎ ፡ ይግበር ፡ ዘሀ
ለው ፡ ጽሑፈ ፡ በመጽሐፍ ፡ መጅ ፡ ጸወጅዱ ፡
ወዘሂ ፡ ፈትሐ ፡ ላሶሌሁ ፡ መኩንን ፡ ከመ ፡
ይምሕል ፡ ወእንበረ ፡ እደሁ ፡ ላሶለ ፡ ወንጌል ፡
ቅዱስ ፡ ወመሐለ ፡ ቦቱ ፡ ወእምዝ ፡ ተከሥተ ፡
ሐሰቱ ፡ ይትገሠጽ ።

፩ሺ፬፻፶፮ መክ ፡ ሃጅ ፡ የጸጃ ። በሁለት ፡ ሰዎች ፡ መካ
ከል ፡ የሥራ ፡ ሰምምነት ፡ ወይም ፡ ሽርክነት ፡
ወይም ፡ ቃል ፡ ኪዳን ፡ ቢኖር ፡ በመካከላቸ
ውም ፡ ያለውን ፡ ቃል ፡ ኪዳን ፡ ለማጽናት
እነርሱ ፡ ከተሰማሙበት ፡ ውል ፡ እንዳይመለሱ ፡
የሚያረጋግጥ ፡ ደብዳቤ ፡ በመካከላቸው ፡ ቢጻ
ጻፉ ፡ ከእነርሱም ፡ እንዲ ፡ ከተጻፈው ፡ ውል ፡
ቢመልስ ፡ በሐሰት ፡ ስለመማሉ ፡ ጳፍ ፡ ይቅ
ጣው ። በመጽሐፍ ፡ ተጽፎ ፡ ያለውንም ፡ ያደ
ርግ ፡ ዘንድ ፡ ይገባዋል ። መጅ ፡ ጸ፬ ። ጳፍ ፡
እንዲምል ፡ የፈረደበትም ፡ ሰው ፡ እጁንም ፡
በቅዱስ ፡ ወንጌል ፡ ላይ ፡ ጭኖ ፡ ቢምልበት ፡
ከዚህም ፡ በኋላ ፡ ሐሰቱ ፡ ቢገለጽ ፡ ይቀጣ ።

፩ሺ፬፻፶፯ ክፍል ፡ እእምር ፡ ከመ ፡ እምላካዊት ፡ ሕግ ፡
ናሁ ፡ ትፈቅድ ፡ ሥነ ፡ ምግባራት ፡ በእግህይ ፡
ርትዕ ፡ በጥንተ ፡ ቀዳሚ ፡ ሕግ ፡ እምዝኒ ፡
ጽመተ ፡ ግብራት ፡ ጎብእት ፡ ወገቢር ፡ በው
ስተ ፡ ሕግ ፡ ደጎሪ ፡ ወንዋ ፡ ነበረ ፡ ተክልእ ፡
በውስተ ፡ ሕግ ፡ ብሊት ፡ እመሐላ ፡ በሐሰት ፡
ወክመ ፡ ይትገሠጽ ፡ ዘወድቀ ፡ ቦቱ ። ወመሐ
ላሰ ፡ በውስተ ፡ ሕግ ፡ ሐዲስ ፡ በፍትሐ ፡ ልቡና ፡
ውእቱኬ ፡ ከመ ፡ ኢይንብቡ ፡ ቦቱ ፡ ግሙራ ፡
በእንተ ፡ ዘይቤ ፡ እግዚእነ ፡ በወንጌል ፡ “ተብ
ሀለ ፡ ለቀደምትክሙ ፡ ኢተሐሰዉ ፡ ውስተ ፡
መሐላ ፡ ወእንሰ ፡ እብሰክሙ ፡ ኢትምሕሉ ፡
ግሙራ” ።

፩ሺ፬፻፶፯ ክፍል ፡ እነሆ ፡ የእምላክ ፡ ሕግ ፡ በመጀመሪ
ያው ፡ ሕግ ፡ መሠረትነት ፡ ርትዕን ፡ በመግለጽ ፡
ከዚህ ፡ ተጥሎ ፡ በተሠወረች ፡ ሥራ ፡ በመጽ
ናት ፡ በኋለኛውም ፡ ሕግ ፡ በመሥራት ፡ የም
ግባራትን ፡ ደግነት ፡ እንደምትወድ ፡ እወቅ ።
እነሆ ፡ በብሉይ ፡ ሕግም ፡ በሐሰት ፡ ከመማል ፡
መክልከል ፡ እንዲገባ ፡ የወደቀበትም ፡ እንዲ
ቀጣ ፡ ተጽፏል ። (ዘዳ ፡ ፮ ፡ ፲፩) ። በሐዲስ ፡
ሕግ ፡ ግን ፡ በልቡና ፡ ፍርድ ፡ መሐላ ፡ ከቶ ፡ የማ
ይናገሩት ፡ ነው ። ጌታችን ፡ በወንጌል ፡ ከእናንተ ፡
በፊት ፡ ለነበሩት ፡ ሰዎች ፡ በሐሰት ፡ እትማሉ ፡
የተባለውን ፡ ሰምታችኋል ። እኔ ፡ ግን ፡ ከቶ ፡
እትማሉ ፡ እላችኋለሁ ፡ ስላለ ፡ ነው ። (ማቱ ፡
፮ ፡ ፴፫ - ፴፯)

፩ሺ፱፻፶፯ ወለአመ : ኮነ : በግብር : አው : ዘእንበለ : ግብር : አመ : አኮ : ለአመ : ይከውን : ዙብ ቦለ : በአእምሮ : ወአሰተማሰሎ : በእንቲ : ዙብቦህለ : ተዳሚ : ይኩን : ከማዞ : ። ወዳግማ ዋኒ : ወውሎቱ : መሐላ : ዘዎከውን : ውሰቲ : ቃላት : ላዕለ : ፍኖታ : ሰሐት : ወርሰዐት : በእንቲ : እከዎ : ዘልማድ : ዘኮመ : ወዳቅ : ውሰቲ ካልአት : ግብራት : በአእምሮ : ወዘእንበለ : አእምሮ : ወፈድፋድሰ : ዘእንበለ : ተሐዘዐ : እንዘ : አይፈቅድ : ይደሉ : ላዕሊዑ : ንሱሓ : ለአመኒ : መሐላ : በጽድቅ : አው : ዘሐሰት ።

፩ሺ፱፻፶፰ ወቀዳሚሰ : አመኒ : ዐ : ከመ : ይትመሰል : በመሐላ : ዘመን : ዘጎለፈ : ወዘዘዎመሰሎ : ዘውሎቱ : እግዚአብሔርን : ከመ : አጎበርኩ : አው : ጎበርኩ : አው : አልብከ : ንዘይ : አው : ሊቲ : ንዘይ ። ወእመእኮ : ለአመ : ይትመሰል : በዘመን : ዘይመጽእ : ወእምሳሊዑ : የእምር : እግዚአብሔር : ከመ : አይገብር : ወእመኒ : እንብር ። ተመስሎሰ : ዘጎለፈ : ይትከፈል : ንዘ : የቱ : አክፋል : ፩ዎ : እምንደመ : ለአመ : ኮነ : ምስለ : አእምሮ : ጥዩታ : እንዘ : ሕሊናዑ : የጎብር : ምስለ : ቃሉ : ወለዘንቱሰ : ይደሉ : ከመ : ይበዘውዎ : በዕርቅ : ለአመ : ተከዘለ ። ወለአመ : አተከህለ : ይከውን : ንጋዩ : ላዕለ : ዘአምሐሎ : ለአመ : አእመሪ : ግናዐ : ዜእው : ወሕሊናዑ : ለአመ : ኮነ : ዘእተዓቃቤ : ለዘላዕሊዑ : ግብር : ውሰቲ : ነፍሱ : ለአመ : አእመሪ : መሐላ : ዘውሎቱ : ደለዎ : ዝይእ : ንዘ : አሚን : ወእሰተገሥርዮ : እምእግ ዜአብሔር : ወእመሰ : ኮነ : ዘየጎብር ለዐልዎ : አይደልዎ : ዕጻ : ምንትኒ : ዘእንበለ : ዘዎትሐዘብ : ሎቱ : ሕሊናዑ ።

፩ሺ፱፻፶፱ ወዳግሚታኒ : ለአመ : ይከውን : ምስለ : አእምሮ : ሐሰት : ወውሎቱ : ዕልውቲ : ቃል : እምሕሊና ። ወዝንቱ : ይደሉ : ንዳጎቱ : ሎቱ : በእንቲ : ቃል : እግዚአብሔር : በውሰቲ : ኦሪት : ዘዎብል : አትምሐል : በሰመ : እግዚአብሔር : ፈጣሪክ : በሐሰት : ወለአመ : ወድቀ : በወክት : እምሰዎጣን : ይደልዎ : ዝይእ : እምኒው : ንዘ : አሚን : ወእምዞ : ንዘ : ንሱሓ ።

፩ሺ፱፻፷ ወግልሰቲኒ : ለአመ : ይከውን : ምስለ : ሰሐት : ወዝንቱኒ : ይደሉ : ከመ : ይትበዘው :

፩ሺ፱፻፶፯ በግድ : ወይም : ያለግድ : ቢሆን : ያም : ባይሆን : የተባለው : ነገር : በዕውቀት : ወይም : በማስመስል : ቢሆን : መጀመሪያ : ስለተነገረ : እንደዚያው : ይሁን ። ሁለተኛውም : በመላትና በመርላት : መንገድ : ላይ : ስለልማድ : ከፋት በቃል : የሚሆን : መሐላ : ነው ። ይኸውም : በዕውቀት : በእለማወቅም : ቢሆን : በሌሎች : ሥራዎች : እንደ : መውደቅ : ያለ : ነው ። ይልቁንም : ያለጥርጥር : ሳይወድ : በእውነት : ወይም : በሐሰት : ቢምል ። ለእርሱ : ንሱሓ ይገባዋል ።

፩ሺ፱፻፶፰ መጀመሪያ ግን : በላፈው : ዘመን : መሐላ : በሚመስለውም : ይመስል : ዘንድ : ቢኖር : ይኸውም : እንዳላደረግሁ : ወይም : እንዳደረግሁ : ወይም : በእኔ : ዘንድ : ገንዘብ : እንዳለህ : ወይም : በእንቲ : ዘንድ : ገንዘብ : እንዳለኝ : እግዚአብሔርን : ማለት : ነው ። ያም : ባይሆን : በሚመጣው : ዘመን : በሚመስለውም : ዘመስል : እንዳላደርገው : ወይም : እንዳደርገው : እግዚአብሔር : ያውቃል ። ማለት : ነው ። ባለፈው : መመስልሰ : በ፫ : ይከፈላል ። ከእነርሱም : እንዲ : ሐሳቡ : ከቃሉ : ጋር : እንድ : ሁኖ : በዕውቀት : እርግጠኛ : ቢሆን : እንዲዘ : ያለውን : ቢቻል ፣ በዕርቅ : ሊያድኑት : ይገባል ። ባይቻል : ግን : በደሉ : በማለው : ላይ : ይሆናል ። በደሉንም : ቢያውቅ : ሐሳቡም : በሥራው : ለራሱ : የማይጠበቅ : ቢሆን : ወይም : ይሆንን : ቢያውቅ : ወደ : ማመንና : ከእግዚአብሔር : ወደሚገኝ : ይቅርታ : መመለስ : ተገባው ። ለመኖር : የሚሰማማ : ቢሆን : ግን : ምንም : ዕጻ : አይገባውም ። ሕሊናው የሚጠራጠርበት : ካልሆነ : በቀር ።

፩ሺ፱፻፶፱ ሁለተኛዬቲም : ሐሰት : ከዕውቀት : ጋራ : ቢሆን : ይህም : ከሐላብ : የተነሣ : የቃል : ሽንገላ : ነው ። ይህንም : ሊተወት : ይገባል ። እግዚአብሔር : በእሪት : በፈጣሪዐ : በእግዚአብሔር : ስም : በሐሰት : አትማል : ብሎ : ስለተናገረ : (ዘጻ : ፭ : ፻፩) ። ከሰዎጣን : የተነሣ : በመታወክ : ቢወድቅ : (ቢምል) : ከዚህ : ወደ ማመን : ከዚህም : በኋላ : ወደ : ንሱሓ : መመለስ : ይገባዋል ።

፩ሺ፱፻፷ የኛዬቲም : በሰሐተት : ቢሆን : ይህም : በሚታገሥባት : አሰቀድመን : ከተናገርንው :

ብሰርቅ ፡ ዘይቅዳገጦ ፡ ቡቲ ፡ ወዘይብዝገ ፡ እም
 ሠንዮ ፡ ዘእቅደምን ፡ ዘክሮታ ፡ ወለእመ ፡ እቲ
 ክህለ ፡ ገጊዮ ፡ ላዕለ ፡ አምሓሊ ፡ ለእመ ፡ አእ
 መረ ፡ ግፍዖ ፡ እው ፡ ተሰሕተ ፡ ውሰቲቲ ፡ ወጥ
 ዩቅስ ፡ በዘይመጽእ ፡ እሰመ ፡ ለእመ ፡ ኮነ ፡
 ጽድቅ ፡ ውስቲቲ ፡ ዘእይከውን ፡ አበሳ ፡ ያለው
 እኒዞቲ ፡ ሎቲ ፡ ወለእመ ፡ ኮነ ፡ አበሳ ፡ ያወውረ
 ያለው ፡ ገቢእ ፡ እምኒው ፡ ወተመስሎስ ፡ በዘይ
 መጽእ ፡ ለእመ ፡ አልቦቲ ፡ ቃል ፡ እሙን ፡ አይ
 ያሉ ፡ ዘእንበለ ፡ ከመ ፡ ያወመዱ ፡ ከይዮ ፡ ወእ
 መስ ፡ ቦቲ ፡ እሙን ፡ ቃል ፡ ደለዎ ፡ ከመ ፡ ያገ
 ድግዎ ፡ ወንሰሓስ ፡ ለዘከግሁ ፡ ከመ ፡ እይው
 ስከ ፡ ዲቤ ፡ እበሳሁ ፡ ቢቃል ፡ ኃጢአተ ፡ ዘገቢር
 ፩ሺ፣፬፻፷፩ አእምር ፡ ከመ ፡ ቃል ፡ መሐላ ፡ ውእቲ ፡
 መሐላ ፡ በሰመ ፡ እግዚአብሔር ፡ ወአልቦ ፡ ፍል
 ጠት ፡ ማእከለ ፡ እሉ ፡ ጀቲ ፡ ማእከለ ፡ ሰመ ፡
 እግዚአብሔር ፡ ወሰመ ፡ ክርሰቶስ ፡ አሰመ ፡
 ነሱ ፡ ለለጅዱ ፡ እምን ፡ እሉ ፡ ጀቲ ፡ አሰማት ፡
 ሰመ ፡ እምላክ ፡ ውእቲ ፡ ሰመ ፡ ክርሰቶስ ፡ እም
 ላክ ፡ ውእቲ ፡ ዘተሰብእ ፡ ወለዘፈቀደ ፡ ያትሉ ፡
 ዘንተ ፡ ለተገርሞ ፡ ወለእፍርሆ ፡ በምንትኒ ፡
 እምአሰማተው ፡ እለ ፡ ዝኩራት ፡ በመጸሕፍት ፡
 እምላካውያን ፡ ያከውኖ ፡ ሎቲ ፡ ውእቲ ፡
 በእምላል ፡ ከመ ፡ ዘይብል ፡ እግዚአብሔር ፡
 በቢይ ፡ ወኅያል ፡ ከሃሊ ፡ ማእምር ፡ ዘገቡእ ፡
 ወዘገሃድ ፡ ዘይፈድዮ ፡ ለኩሉ ፡ ለለጅዱ ፡ በከመ ፡
 ምግባሩ ፡ ዘእያነጽሐ ፡ ለዘመሐለ ፡ ሰሞ ፡ በሐ
 ሰት ፡ ወመሐላስ ፡ ዘእንበለ ፡ በእንግዚአብሔር ፡
 ወበነገራቲው ፡ ወበእሊእሁ ፡ እይይሉ ፡ ወእሊ
 አሁስ ፡ ዘከመ ፡ ወንጌሉ ፡ ወመስቀሉ ፡ ወታ
 ቦቲ ፡ ወቅዱሳኒው ፡ ወእይይሉ ፡ እምሕሎቲ ፡
 ለዘጠፍእ ፡ ልዑ ፡ ወለዘእያብጽሐ ፡ አካለ ፡
 መጠን ፡

ከደግ ፡ ነገር ፡ ወገን ፡ በሚበዛ ፡ ዕርቅ ፡ ሊበኻር ፡
 ይገባል ፡ ባይቻል ፡ ግን ፡ በደሉ ፡ በአማዩ ፡ ላይ ፡
 ነው ፡ በደሉን ፡ ቢያውቅ ፡ ወደም ፡ በውስጡ ፡
 ቢሳሳት ፡ እርግጠኛውስ ፡ በሚመጣው ፡ ነው ፡
 በውስጡ ፡ በደል ፡ የማይሆን ፡ እውነት ፡ ቢሆን ፡
 እርሱን ፡ መያዝ ፡ ይገባናልና ፡ በደሉን ፡ የሚሸ
 ከም ፡ ቢሆንም ፡ ከእርሱ ፡ መመለስ ፡ ተገባ ፡
 በሚመጣውም ፡ መምሰል ፡ የታመነ ፡ ቃል ፡
 ባይኖረው ፡ ሊያፈርሱት ፡ እንጂ ፡ ሊፈጽሙት ፡
 እይገባም ፡ እውነት ፡ ቃል ፡ ቢኖርበት ፡ ግን ፡
 ሊተዉት ፡ ተገባ ፡ ንስሐም ፡ ለእንደዚህ ፡ ያለ ፡
 ነው ፡ በነዚህ ፡ ኃጢአቲ ፡ ላይ ፡ የገቢር ፡ ኃጢ
 አት ፡ እንዳይጨምር ፡

፩ሺ፣፬፻፷፩ ፡ ከመ ፡ ቃል ፡ መሐላ ፡ ውእቲ ፡
 መሐላ ፡ በሰመ ፡ እግዚአብሔር ፡ ወአልቦ ፡ ፍል
 ጠት ፡ ማእከለ ፡ እሉ ፡ ጀቲ ፡ ማእከለ ፡ ሰመ ፡
 እግዚአብሔር ፡ ወሰመ ፡ ክርሰቶስ ፡ አሰመ ፡
 ነሱ ፡ ለለጅዱ ፡ እምን ፡ እሉ ፡ ጀቲ ፡ አሰማት ፡
 ሰመ ፡ እምላክ ፡ ውእቲ ፡ ሰመ ፡ ክርሰቶስ ፡ እም
 ላክ ፡ ውእቲ ፡ ዘተሰብእ ፡ ወለዘፈቀደ ፡ ያትሉ ፡
 ዘንተ ፡ ለተገርሞ ፡ ወለእፍርሆ ፡ በምንትኒ ፡
 እምአሰማተው ፡ እለ ፡ ዝኩራት ፡ በመጸሕፍት ፡
 እምላካውያን ፡ ያከውኖ ፡ ሎቲ ፡ ውእቲ ፡
 በእምላል ፡ ከመ ፡ ዘይብል ፡ እግዚአብሔር ፡
 በቢይ ፡ ወኅያል ፡ ከሃሊ ፡ ማእምር ፡ ዘገቡእ ፡
 ወዘገሃድ ፡ ዘይፈድዮ ፡ ለኩሉ ፡ ለለጅዱ ፡ በከመ ፡
 ምግባሩ ፡ ዘእያነጽሐ ፡ ለዘመሐለ ፡ ሰሞ ፡ በሐ
 ሰት ፡ ወመሐላስ ፡ ዘእንበለ ፡ በእንግዚአብሔር ፡
 ወበነገራቲው ፡ ወበእሊእሁ ፡ እይይሉ ፡ ወእሊ
 አሁስ ፡ ዘከመ ፡ ወንጌሉ ፡ ወመስቀሉ ፡ ወታ
 ቦቲ ፡ ወቅዱሳኒው ፡ ወእይይሉ ፡ እምሕሎቲ ፡
 ለዘጠፍእ ፡ ልዑ ፡ ወለዘእያብጽሐ ፡ አካለ ፡
 መጠን ፡

፩ሺ፣፬፻፷፩ የመሐላ ፡ ቃል ፡ በእግዚአብሔር ፡ ሰም ፡
 መማል ፡ እንደሆነ ፡ እውቅ ፡ በእግዚአብሔር ፡
 ሰምና ፡ በክርሰቶስ ፡ ሰም ፡ በእኒዛ ፡ በሁለቲ ፡
 መካከል ፡ ልዩነት ፡ የለም ፡ ከእኒዛ ፡ ከሁለቲ ፡
 ሰምች ፡ ሁሉ ፡ ለእያንዳንዱ ፡ የእምላክ ፡ ሰም ፡
 ነውና ፡ ክርሰቶስ ፡ የሚለው ፡ ሰም ፡ ሰው ፡
 የሆነ ፡ እምላክ ፡ ነው ፡ ለማሰራራትና ፡ ለማሰ
 ገረም ፡ በቅዱሳት ፡ መጻሕፍት ፡ ከተነገሩት ፡
 ሰምቹ ፡ በማናቸውም ፡ ያሁን ፡ ሊከታተል ፡
 ዜወድ ፡ ለእርሱ ፡ ያገባዋል ፡ ለምሳሌ ፡ ገናና ፡
 ኅያል ፡ ሁሉን ፡ ቻይ ፡ የተሰወረውንና ፡ የተነሳ
 ጸውን ፡ የሚያውቅ ፡ ለእያንዳንዱ ፡ እንደ ፡
 ሥራው ፡ የሚከፍል ፡ በሐሰት ፡ በሰሙ ፡ የማለ
 ውን ፡ የማይነፃ ፡ እግዚአብሔር ፡ ያውቅብኝ ፡
 እንደማለት ፡ ነው ፡ መሐላም ፡ በእግዚአብሔር ፡
 በነገሮቹና ፡ በወገኖቹ ፡ ካልሆነ ፡ በተር ፡ እይገ
 ባም ፡ ወገኖቹም ፡ እንደ ፡ ወንጌሉ ፡ እንደ ፡
 መስቀሉና ፡ እንደ ፡ ታቦቲ ፡ እንደ ፡ ቅዱሳኖ
 ቹም ፡ ያሉት ፡ ናቸው ፡ አእምሮው ፡ የጠፋ
 ውንና ፡ አካለ ፡ መጠን ፡ ያላደረሰውን ፡ ማማል ፡
 እይገባም ፡

፩ሺ፣፬፻፷፩ ፡ ምዕራፍ ፡ ፮ቱ ፡ በእንተ ፡ መንበረ ፡ ፍትሕ ፡

፩ሺ፣፬፻፷፩ ፡ ምዕራፍ ፡ ስለፍርድ ፡ እይገባዎ ፡

እንቀጽ፡ ፵፫።

በለ፡ ፳፻።

ወእለ፡ ይበጽሑ፡ ጎቤሁ፡ ወእለሂ፡ ኢይበጽሑ
ድሰቅ፡ ሂቱ፡ ለየሀልዉ፡ ምሰሌክሙ፡ ኡኢሰ
ቆጶሳት፡ በመንበረ፡ ፍትሕ፡ ቀሳውሰት፡ ወዲ
ያቶናት፡ ወፍትሑ፡ ዘእንበለ፡ እድልዎ፡ ዘር
ትሶ፡ ከመ፡ ሰብእ፡ እግዚእብሔር፡ ወእለምሩ
ከመ፡ ከርሰቶሰ፡ ወልደ፡ እግዚእብሔር፡
ዐልው፡ ወእቱ፡ ምሰሌክሙ፡ በዐውደ፡
ፍትሕ፡ ከመ፡ ይርእይ፡ ዘትፈትሑ፡ ቦቱ፡
ወይሰማዕ፡ ዘትትናገሩ፡ ቦቱ፡ ወናሁ፡ ይቤ፡
በውሰተ፡ ሕግ፡ እትጎበር፡ ምሰለ፡ ብዙ፡ን፡
ለገቢረ፡ እከይ፡ ወኢትትወከፍ፡ ነገረ፡ ፅሩዐ፡
ወኢትንበር፡ ውሰተ፡ ማጎበርሙ፡ ለእሰ፡ ያፀ
ርዐ፡ ጽድቀ።

፩ሺ፬፻፳፩ ክፍለ፡ ወይደሉ፡ ከመ፡ ያስተዳልዉ፡ ለፈ
ታሕት፡ ምንባረ፡ ንጹሐ፡ ወጽፋየ፡ ኅበ፡ እይ
ለክፎሙ፡ ቀኑር፡ ወኢሐሩር፡ ወእደእት፡
በውሰተታ፡ ወእይንበሩ፡ ውሰተ፡ ቤተ፡ ክርስ
ቲያን፡ በምሥዋዕ፡ ለፈተሐ፡ ፍትሕ፡ እሰመ፡
በዋእ፡ ጎበ፡ ምሥዋዕ፡ ኢብውሕ፡ ዘእንበለ፡
ለካዐናት፡ ከመ፡ ይባሉ፡ ወእይደሉ፡ ከመ፡
ይኩን፡ ውሰቲቱ፡ ተባእሶ፡ ወክሳሕ።
ወመፍትው፡ ከመ፡ የሀልዉ፡ ጎቤሁ፡ ማእም
ራን፡ ወእለ፡ ይከውኑ፡ ሰምዐ፡ ከመ፡ ሶበ፡
ተዳደቆ፡ ጠዋይ፡ ነገር፡ ከመ፡ ይትማከር፡
ምሰሌሆሙ፡ በእንቲእሁ። ወለእመኒ፡ ኢተ
ጠየቀ፡ ፈተሐ፡ ፍትሕ፡ ያስተድግር፡ ኪያሁ፡
እለከ፡ ይጤየቅ።

፩ሺ፬፻፳፪ ምዕራፍ፡ ፯ቱ። በእንተ፡ ጊዜያተ፡ ፍትሕ፡
ወከዋኒሁ። መከ፡ ሃ፡ እይሥርዐ፡ መኳንንት፡
በምንትኒ፡ እምሥርዓታቲሆሙ፡ በዕለተ፡
እሑድ፡ ወእያፍርሁ፡ በውሰቲቱ፡ ሰብእ፡ እ፡
በዓለ፡ ሶዳ፡ ወእ፡ መኩንን፡ ወእ፡ ሐራ፡
ወእ፡ መጽብሐዋ።

፩ሺ፬፻፳፫ ድሰቅ፡ ሂቱ፡ ወይኩን፡ ተጋብእትከሙ፡
በእንተ፡ ፍትሕከሙ፡ እምዕለተ፡ ሰኑይ፡ ወለ
እመ፡ በለወ፡ ዐየ፡ ተጋእዞ፡ ፍልጡ፡ ኪያሃ፡
ወኩኑ፡ ፅሩቃን፡ በዝንቱ፡ ኑጎ፡ ይእቲ፡
ሰሙን፡ እሰከ፡ ዕለተ፡ ሰንበት፡ ከመ፡ ትትፈ
ጸም፡ ነገረ፡ ተባእሶ። ወበዕለተ፡ እሑድ፡ ቅድ
ሰት፡ ትከውኑ፡ እንከ፡ ዘኖሁ፡ እስተሳለም
ከሙ፡ ማእከለ፡ ተጻላያን፡ ወእምከመ፡
በጽሑ፡ ጎቤከሙ፡ ተጻላያን፡ ይቲሙ፡ ክል
ኪሆሙ፡ በቅድሚከመ፡ ማእከለ፡ መንበረ፡

ወደእርሱ፡ ስለሚደርሱና፡ ስለማይደርሱ፡ ይና
ገራል። ድሰቅ፡ ሂ። ኡኢሰቆጶሳት፡ ሆይ፡ ከፍ
ርድ፡ ሸንጎ፡ ቀሳውሰትና፡ ዲያቆናት፡ ከእና
ንተ፡ ጋር፡ ይኑሩ። የእግዚእብሔርም፡ ሰዎች፡
እንደመሆናችሁ፡ ያለ፡ እድልዎ፡ በእውነት፡
ፍረዱ። የእግዚእብሔር፡ ልጅ፡ ክርስቶስ፡
የምትፈርዱትን፡ ሊያይ፡ የምትናገሩትንም
ሊሰግ፡ በፍርድ፡ እደባባይ፡ ክናንተ፡ ጋር፡
እንዳለ፡ እወቁ። እነሆ፡ በመጽሐፍ፡ ከፋትን፡
ለመሥራት፡ ከብዙዎች፡ ጋራ፡ እትተባበር፡
የማይረባ፡ ነገርንም፡ እትቀበል፡ እውነትን፡
በግይናገሩ፡ ሰዎች፡ ስብሰባ፡ ውስጥም፡ እት
ቀመጥ፡ ተብሏል። (ሣ.ራ፡ ፯፡ ፲፪)።

፩ሺ፬፻፳፬ ክፍለ፡ ብርድና፡ ሐሩር፡ ክፉ፡ ሽታም፡
ከግያገኛቸው፡ ንጹሕና፡ ጥሩ፡ መቀመጫ፡
ለዳኞች፡ ሊያዘጋጁ፡ ይገባል። በሚሠዋበት
በቤተክርስቲያን፡ ውስጥ፡ ፍርድ፡ ለመፍረድ፡
እይቀመጡ። ወደ፡ ምሥዋዕ፡ መግባት፡ ከካዘ
ናት፡ በቀር፡ ሌሎች፡ ይገቡ፡ ዘንድ፡ እይገባ
ምና። ጠብና፡ ጨሽት፡ በውስጡ፡ ሊሆን፡
እይገባም። እዋቂዎችና፡ ምስክር፡ የሚሆኑ፡
ሰዎች፡ ጠግግ፡ ነገር፡ ባጋጠመው፡ ጊዜ፡
ስለእርሱ፡ ከእነርሱ፡ ጋር፡ እንዲማከር፡
ከእርሱ፡ ዘንድ፡ ሊኖሩ፡ ይገባል። ፍርዱም፡
ያልተረዳው፡ ቢሆን፡ እስኪረዳው፡ ድረስ፡
ያቆይ።

፩ሺ፬፻፳፭ ሰባተኛ፡ ምዕራፍ፡ ስለፍርድ፡ ጊዜያትና፡
ስለሁኔታው፡ ይናገራል። መከ፡ ሃ። መኳንንት
በዕለተ፡ እሑድ፡ ከሥርዓታቸው፡ ወገን፡ በም
ንም፡ እይሥሩ። በዚያም፡ (በእሑድ፡ ቀን)፡
እበዳሪና፡ ዳኛ፡ ጭፍራና፡ ቀራጭም፡ ሰውን፡
እያስፈራሩ።

፩ሺ፬፻፳፮ ድሰቅ፡ ሂ። ስለፍርዳችሁ፡ መሰብሰባችሁ፡
ከሰኞ፡ ጀምሮ፡ ይሁን። ከዚያም፡ ክርክር፡ ቢኖ
ር፡ እርሷን፡ ለይ። በዚህ፡ በዚህች፡ ሳምንት፡
ርዘመትም፡ እሰከ፡ ቅዳሜ፡ ድረስ፡ ከነገር፡
ተለይ። የበብ፡ ነገር፡ ይፈጸም፡ ዘንድ። በከሰ
ረች፡ በዕለተ፡ እሑድም፡ እነሆ፡ በተጣሉት፡
መካከል፡ እስተራቂዎች፡ ትሆናላችሁ። የተጣ
ሉ፡ ሰዎችም፡ ወደ፡ እናንተ፡ ቢደርሱ፡ እንይ፡
ሕጉ፡ ባህል፡ በፍርድ፡ ሸንጎ፡ መካከል፡ ሁለ
ተም፡ በፈታችሁ፡ ይቀሙ። የጥላቸውንም፡

አንቀጽ ፡ ፵፫ ።

ሰለ ፡ ፳፻ ።

ፍትሕ ፡ ከመ ፡ ባህሉ ፡ ሕግ ፡ ወእምክመ ፡ ሰማ
ዕክሙ ፡ ቃለ ፡ ተጻልኦቶሙ ፡ ፍትሐ ፡ ማእከሌ
ሆሙ ፡ በጽድቅ ፡ ወበርትዕ ፡ ወኢትፍትሐ ፡
በቃለ ፡ ፩ዱ ፡ ዕድሙ ፡ ዘእንበለ ፡ ይብጻሕ ፡
በዓለ ፡ ዕዳሁ ፡ አላ ፡ ሰባ ፡ ይትራከቡ ፡ ጭሙ ፡
ተጻላእያን ፡ ፍትሐ ፡ ማእከሌሆሙ ፡ በርትዕ ።
ይቤ ፡ አግዚአብሔር ፡ ኅሥዋ ፡ ለጽድቅ ፡ ወፍ
ትሐ ፡ ባቲ ፡ ወሰባ ፡ ትንብሩ ፡ ለኩንኖ ፡ እንዘ ፡
ተጻላእያን ፡ ይትኳኑ ፡ በትድሚክሙ ፡ ገጸ ፡
በገጽ ፡ ኢትሰምዶምሙ ፡ ኢንወ ፡ እስከ ፡ ይን
ብሩ ፡ ዕርቀ ፡ ወሥረዶ ፡ ዕዳሆሙ ፡ በጽድቅ ።

፩ሺ፬፻፳፮ ወናሁ ፡ ንቤ ፡ ከመ ፡ ኢይይሉ ፡ ትፍትሐ ፡
ላዕለ ፡ ፩ዱ ፡ ዘእንበለ ፡ ይብጻሕ ፡ ጭሎሙ ፡
ኅቡሪ ፡ እስመ ፡ አንትሙ ፡ ለእመ ፡ ሰማሰክሙ ፡
ቃለ ፡ ፩ዱ ፡ ወቅሱተ ፡ ዘአሁ ፡ ወፈታሕክሙ ፡
ፍጡን ፡ እንዘ ፡ ኢሆለወ ፡ ካልኡ ፡ ምሰሌክሙ ፡
ከመ ፡ ያውሥእ ፡ በእንተ ፡ ኅፍሱ ፡ ትክውኑ ፡
አንትሙ ፡ ድልዋን ፡ ለኮነኔ ፡ ዘፈታሕክሙ ፡
ቦቱ ፡ ወትክውኑ ፡ በቅድመ ፡ አግዚአብሔር ፡
ኢንዜ ፡ ነሱ ፡ ሱቱፋኒሃ ፡ ለሐሰት ፡ ወመክፈ
ልተ ፡ ዘአሃ ።

፩ሺ፬፻፳፯ መክ ፡ ጽወጃቱ ፡ ኢይይልዎ ፡ ለብአሲ ፡ ከመ ፡
ድረሲ ፡ ገብር ፡ ዘየንቱቡ ፡ በእንተ ፡ ተዋቅሶ ፡
ቅሱት ፡ በኅበ ፡ ፈታሐ ፡ እስመ ፡ ኢይትፋረይ ፡
በክብር ፡ ምሰለ ፡ አግኢዚ ፡ ገብር ።

፩ሺ፬፻፳፰ ክፍል ፡ ፩ዱ ፡ ወአእምር ፡ ከመ ፡ አምጽኦ ፡
ሰማዕት ፡ ሰጥያቱ ፡ ላዕለ ፡ ዘይሰኪ ፡ ወመሐላሰ
ላዕለ ፡ ዘይክሕድ ፡ ወለእመ ተግመሩ ፡ በመ
ሐላሁ ፡ ላዕለ ፡ ዘይሰኪ ፡ ዝኒ ፡ ይክውን ፡ ወይገ
ብእ ፡ ዕዳ ፡ ላዕለ ፡ ዘክሕይ ፡ ኪያሁ ፡ እስመ ፡
ሰካዩ ፡ ለሊሁ ፡ ኅግግሁ ፡ ውኡቱ ፡ ወዘይሰክይ
ዎሃ ፡ ለሊሁ ፡ ዘይትኅሙ ፡ እምኒሁ ፡ ወሰክየ
ትሰ ኢይክውን ፡ ዘእንበለ በወኡቱ
ብወሕ ፡ ላዕለ ፡ እስተዋዕሉቱ ፡ ለዘይሰኪ ፡ በእ
ንቲአሁ ፡ በዘመ ፡ ብወሕ ፡ ላዕለ ፡ እስተዋዕ
ሉቱ ፡ ውኡቱ ፡ ዘይሰክይዎ ፡ ቦቱ ፡ በእንቲአሁ ።

፩ሺ፬፻፳፱ ወእምክመ ፡ በጽሐ ፡ ጭሎሙ ፡ ተጻላእያን
ለተፋትሐ ፡ ይብሎሙ ፡ ፈታሐ በሉ ተና
ገሩ ፡ ወለሊሁኒ ያርምም እስከ ይትናገሩ ።
ወለእመ ፡ ሰካዩ ፡ ለሰ፩ዱ ፡ እምኒሆሙ ፡ ይቅ
ድም ዘሰክየ እቅዱሙ ፡ ወእምክመ ፡ ፈጸመ
ነገረ ቅሱቱ ፡ ይሰምሁ ቅሱተ ካልኡ ፡ ወለ
እመ ኅሰ ፩ዱ በነገር ለካልኡ ፡ አው

ነገር ፡ ከሰማችሁ ፡ በኋላ ፡ በመካከላቸው ፡ በእ
ውነትና ፡ በቅን ፡ ፍረዱ ፡ ባላጋራው ፡ ሳይመጣ
በ፩ ፡ ባላጋራ ፡ ቃል ፡ አትፍረዱ ። ሁለቱ ፡
ተከራካሪዎች ፡ በተገናኙ ፡ ጊዜ ፡ በመካከላቸው
በቅን ፡ ፍረዱ ፡ እንጂ ፡ አግዚአብሔር ፡ ጽድቅን
(አውነት) ፡ ሿት ፡ በአርሲም ፡ ፍረዱ ፡ ብሏል ።
(ኢሳ ፡ ፩ ፡ ፲፯) ። የተጣሉ ፡ ሰዎች ፡ በፈታችሁ ፡
ሲከራከሩ ፡ ለፍርድ ፡ በተቀመጣችሁ ፡ ጊዜ ፡
እስኪታረቁ ፡ ድረስ ፡ ፊት ፡ ለፊት ፡ መንደሞች ፡
አትበሏቸው ። ዕዳቸውንም ፡ ዘአውነት ፡ ይቅር
በሏቸው ።

፩ሺ፬፻፳፯ አነሆ ፡ ሁለቱም ፡ በአንድነት ፡ ሳይቀርቡ ፡
በአንዱ ፡ ላይ ፡ ልትፈርዱ ፡ እንዳይገባ ፡ ተናገርን ።
ሌላው ፡ ሰሰራሱ ፡ መልሰ ፡ ይሰጥ ፡ ዘንድ ፡ ከእ
ናንተ ፡ ጋር ፡ ሳይኖር ፡ የአንዱን ፡ ቃልና ፡ ክር
ክሩን ፡ ሰምታችሁ ፡ ፈጥናችሁ ፡ ብትፈርዱ ፡
በፈረዳችሁበት ፡ ፍርድ ፡ ለመቀጣት ፡ እናንተ ፡
ዝግጁዎች ፡ ትሆናላችሁና ። ሁሉን ፡ በያዘ ፡
በአግዚአብሔር ፡ ፊት ፡ የሐሰት ፡ ተባባሪዎችና ፡
የአርሲ ፡ ዕድል ፡ ፈንታ ፡ ትሆናላችሁ ።

፩ሺ፬፻፳፰ መክ ፡ ጽፌ ፡ ለሰው ፡ በዳኛ ፡ ዘንድ ፡ ስለጠቡ
ክርክር ፡ ባሪያውን ፡ ነገረ ፡ ፈጅ ፡ ሊያደርግ ፡
አይገባውም ። ባሪያ ፡ በክብር ፡ ከጌታው ፡ ጋር ፡
አይተካከልምና ።

፩ሺ፬፻፳፱ ክፍል ፡ ፩ ፡ የማሰረጃ ፡ ምስክር ፡ ማምጣት ፡
ለከላሽ ፡ እንደሆነ ፡ አወቅ ። መሐላ ፡ ግን ፡ ሰሚ
ክድ ፡ ነው ፡ በከላሽ ፡ ላይ ፡ በመሐላው ፡ ቢሰ
ማሙ ፡ ይህም ፡ ይሆናል ። ዕዳም ፡ እርሱን ፡ ወደ ፡
ካደ ፡ ይመለሳል ። ከላሽ ፡ እርሱ ፡ ራሱ ፡ ፈላ
ጊው ፡ ነውና ፡ ተከላሽ ፡ ግን ፡ ከእርሱ ፡ የሚፈ
ለግበት ፡ ነውና ፡ ለሰእርሱ ፡ የከሰሱትም ፡ ሰው ፡
በማወጣጣቱ ፡ ላይ ፡ እንደሚገባው ፡ ክሰ ፡
ሰለ ፡ እርሱ ፡ የተከሰሰበትን ፡ ለማወጣጣት ፡
ሥልጣን ፡ ባለው ፡ ላይ ፡ ካልሆነ ፡ በቀር ፡ አይ
ሆንም ።

፩ሺ፬፻፳፱ ሁለቱ ፡ ተከራካሪዎች ፡ ለመፋረድ ፡ ከቀረቡ ፡
ዳኛው ፡ በሉ ፡ ተናገሩ ፡ ይበላቸው ። እርሱም ፡
እስኪናገሩ ፡ ድረስ ፡ ዝም ፡ ይበል ። ከእነርሱም ፡
አያንዳንዱ ፡ ቢካሰሱ ፡ አስቀድሞ ፡ የከሰሰው ፡
ይቅደም ። (ከላሽ) ፡ የጠቡን ፡ ነገር ፡ ከፈጸመ ፡
በኋላ ፡ የሌላውን ፡ (የተካላሽን) ፡ ክርክር ፡
ይሰሙ ። አንዱ ፡ ሌላውን ፡ በነገር ፡ በነካው ፡

አንቀጽ : ፵፫ =

ሰለ : ፳፻ =

አውጥሎ : ቃለ : ሕሙመ : ይክልሉ : ወለአመ
 ደገመ : ይገሥጽ : ወእመኒ : ወሰከ : ያውግዞ =
 ፩ሺ፬፻፸፩ ወዘሂ : ሰከየ : ግብረ : ዘኢይትሉበው
 ይበሉ : አጠይቅ : ነገረከ : ዘሰከይከ : በእንቲ
 አሁ = ወኢይፍታሕ : በዘሰከየ : አሰከ : ያዜ
 ከር : ንዋየ : ዘእሙር : ክዋኒሁ : ለንባብ : ዘእ
 ይትዌለጥ : ከመ : ዘይብል : እነ : ወወብከዎ :
 ሃ : ዲናራተ : ዘምሰር : ወበእንተ : ዘኮነ : ዲና
 ራት : ዘምሰር : ከዋኒሁ : ውእቱ : ዝንቱ : ወበ
 አንተ : ዘኮነት : ጉላጭፕ : ሃ : ውእቱ : ወለእ
 መኒ : ሰከየ : ሰከየተ : ዘጥዩቅ : ወዘይትሉቦ :
 ይበሉ : ለካልኡ : ምንተ : ትብል : ወለአመኒ :
 አምነ : ወእምዝ : ይበሉ : ለሰካዪ : ናሁ :
 ተአመነ : ለከ : ወለአመ : ንሠሠ : ንዋየ : ይፍ
 ታሕ : ሎቱ : በእንቲአሁ : ላዕለ : በዓለ : ለዳ =
 ወእመኒ : ከሕዶ : ለዘሰከየ : ኪያሁ : ይበሉ :
 ለዘከሕዶ : ብከኑ : ሰምዕ : ወለአመ : ይቤ :
 አለቦ : ይበሉ : ሰካዪ : ትምሕልኑ : ወእመኒ :
 ፈርዞ : መሐላ : ወእግብእ : ለዘሰከየ : ወእ
 መኒ : መሐላ : ዘሰከየ : ደለዎ : ነግእ : ንዋየ =
 ወእመሰ : ይቤ : ካልኡ : እምድጎረ : ፈርዞ :
 መሐላ : እነ : እምሕል : ኢይሰምዑ : እምኒሁ :
 ዘእንበለ : በሥምረተ : ካልኡ : አው :
 ገብእ : ውሰተ : ካልእ : ዓውደ : ምነጥን : ወኢ
 አበየ : ተመይሎ : እመሐላ : ኢይትከላእ =

፩ሺ፬፻፸፪ ወዘኒ : ይቤ : ብየ : ጥያቄ : ሰማዕት : ከሙተ
 ወንሠሠ : መሐላ : ዕድወ : እምበዓለ : ሶዳሁ :
 እምቅድመ : ያብጽሕ : ኪያሁ : ኢይምሕሎ :
 ሎቱ : ወለአመ : ይቤ : ሰካዪ : ብየ : ጥያቄ :
 ሰማዕት : ወለአመ : ይቤ : ፩ዱ : እምኒሥመ :
 እምድጎረ : አበየ : ይሰምዕዎ = ወለአመ : ኮነ
 ሰማዕታቲሁ : ኢኢካልያነ : ይትነሠሥዎ :
 ከመ : ይወሰከ : ለአጠይቆ = ወለአመ : ኮነ
 ራትዓነ : ወፍርሃት : ውሰቱቶመ : ይይልዎ
 ሎቱ : ከመ : ይፍልጥ : ማእከላዎመ : ወይ
 ሕትቶመ : ለለ፩ዶ : ለከሉ : በእንተ : ከዋነ
 ሰምዕ : ወጥያቄሃ : ወመካና : በከመ : ገብረ
 ዳንኤል : በ፪ቱ : ረበናት : አለ : ኮነ : ሰምዕ
 ላለ : ሶስና = ወለአመ : ገብሩ : ይገሥጸመ
 በዓሕቲቶመ : በአፍርዎ : ወበተዛጥም : እም
 ግብራት : ገላፍያት : ወኢገላፍያት : ወሶ
 ለተ : ዕድሜ : ወእዘከር : በዘኮነ : ቀዲመ
 እምተግግጽ : እምላካዋ : ላዕለ : አለ : ኮነ
 ሰምዕ : በሐሰት : ወእምነ : እማርያት : መንፈ
 ሳውያት : እሰመ : ገቤእ : ንበ : ርትዕ : ይኒ

ወይም : ከፉ : ቃለ : ቢናገር : ይክልከለው =
 ቢደግምም : ይቅጣው = ቢጨምርም : ይለየው =
 ፩ሺ፬፻፸፩ በማይታወቅ : ሥራ : የከሰሰውንም : ስለእ
 ርሱ : የከሰሰበትን : ነገር : አሰረዳ : ይበለው =
 የታወቀ : የገንዘቡን : እኳኋን : በማይለወጥ :
 እነጋገር : እስኪያሰረዳ : ድረስ : በከላሽ : አይ
 ፍረድበት = እኔ : እምሳ : የምስር : ዲናር : ለጠ
 ሁት : እንደሚል : ነው = የምስር : ዲናር : ሁኔ
 ታዋ : ይህ : ስለሆነ : ቍጥሯም : ሃ : ስለ
 ሆነ : ነው = የታወቀ : የተረዳ : ክስ : ቢከስ :
 ግን : ተከላሽን : ምን : ትላለህ ? ይበለው = ቢያ
 ምን : ከዚህ : በኋላ : ከላሽን : እነሆ : እምኖል
 ሃል : ይበለው = ገንዘቡን : ቢፈልግ : ስለርሱ :
 በባለ : ዕዳው : ላይ : ይፍረድለት = የከሰሰውን :
 ቢከደው : የካደውን : ምስክር : አለህን ? ይበ
 ለው = የለኝም : ቢል : ከላሽ : ትምላለህን ?
 ይበለው = መሐላውን : ፈርቶ : ለከላሽ : ቢመ
 ልሰ : (አንተ : ማል : ቢለው) : ከላሽም : ቢም
 ል : ገንዘቡን : መቀበል : ተገባው = ተከላሽ :
 መሐላውን : ከፈራ : በኋላ : እኔ : እምላለሁ :
 ቢል : በከላሽ : ፈቃድ : ካለሆነ : በቀር : አይ
 ስሙት = ወይም : ወደ : ሌላ : የፍርድ : ሸንጎ :
 ቢመለስ : (ይግባኝ : ቢል) : ከመሐላም : መመ
 ለሰን : እንቢ : ባይል : አይክልከል =

፩ሺ፬፻፸፪ የታወቀ : የምስክር : ማሰረጃ : አለኝ : ያለ :
 ሰው : ባላጋራው : ከባለዕዳው : መሐላን : ቢፈ
 ልግ : አርሱን : ሳይቀርብ : እየምሉለት = ከላሽ :
 የምስክር : ማሰረጃ : አለኝ : ቢል : ከአነርሱም :
 አንዱ : አንቢ : ካለ : በኋላ : አለብኝ : ቢል :
 ይሰሙት = ምስክሮቹ : የማይበቁ : ቢሆኑ :
 ለማረጋገጥ : እንዲጨምር : ይጠይቁት = ቅኖ
 ች : ቢሆኑ : ፍርሃትም : ቢኖራቸው : በመካከላ
 ቸው : ለይቶ : እያንዳንዳቸውን : ስለሚመሰክሩ
 በት : ሁኔታ : ስለማሰረጃውና : ስለሶታዋ :
 ለመረምራቸው : ይገባዋል = ዳንኤል : በሶስና :
 ላይ : ምስክር : በሆኑ : በሁለቱ : ረበናት : እን
 ዳደረገ = ቢተባበሩ : ካለፉትና : ካላለፉት : ሥራ
 ዎች : ከሌለተ : ሞትም : የተነሣ : በማሰራራራ
 ትና : በማሰረገም : ከዚህ : አስቀድሞ : በሐ
 ሰት : ምስክር : በሆኑ : ሰዎች : ላይ : ከእምላ
 ካዋ : ቅጣትና : ከመንፈሳውያት : ምልክቶች :
 የተነሣ : በማሳሰብ : ይቅጣቸው = ከንቱ : ነገ
 ርን : በመሥራት : ከመደፋፈር : ወደቅንነት :

ለተፋትሖ : መጽሐፈ : ዕውቀ : ወፍሉጠ : ጎበ :
 ካልእ : ፈቃሒ : እንዘ : ይከውን : በውስቴት :
 ስምዐ : ላዕለ : ነፍሱ : በስምዐ : ፪፣ : እው :
 ዘይፈደፍድ : ወሰውእቲ : ፈቃሒ : ካልእ : ይዶ
 ለዎ : ከመ : ይነጽር : ውስተ : ጠይቆተ :
 ፍትሖ : ወእምዝ : ይፍታሕ : ቦቲ : ሰበ : ተወ
 ከፈ : ስምዖሙ : ስሰማዕታት : ዘውስቴት ።
 ወፍጻሜ : ምዕራፍ : ላብዕ : በእንተ : ፍትሖት :
 ናሁ : ይነግር : በበእንቀጻ : ፍትሖ : ዘከመ :
 ጉልታት : ወከዊነ : ግዕዛን : ወእንብር : ማኅ
 ፀንት : ወትውሀስታት : ወሄጥ : ወተዓሰቦ :
 ወተዋርሶ : ወጽሒፈ : ትእዛዝ : ወዘይመስሉ :
 ስዝነቲ ።

ራሱ : በውስጡ : ምስክር : ሁኖ : ስመፈራረድ :
 የታወቀና : የተለየ : መዝገብ : ወደሌላ : ዳኛ :
 ሊጽፍ : ይገባዋል ። ለዚያም : ስሌላው : ዳኛ :
 የፍርዱን : እርግጠኛነት : ሊመለከት : ይገባ
 ዋል : ከዚያ : በኋላ : በውስጡ : ያሉትን : የምስ
 ክሮችን : ምስክርነት : በተቀበለ : ጊዜ : (ከተቀ
 በለ : በኋላ) : ይፍረድበት ። የሰባተኛው :
 ምዕራፍ : መጨረሻ : ስለፍርዶች : እነሆ : በየፍ
 ርዱ : እንቀጽ : ይናገራል ። ይኸውም : እንደ :
 ጉልቶች : እንደ : ነጻነት : ሁኔታ : እንደ : እደራ
 ማሰቀመጥ : እንደ : ትውስቶችና : እንደዋጋ :
 እንደኪራይና : እንደውርስ : ትእዛዝን : እንደ
 መጻፍና : ይዘንም : እንደሚመስለው : ያለ :
 ነው ።

፩ሺ፪፻፸፯ ምዕራፍ : ላምን : በእንተ : ገቢረ : ዕርቅ ።
 ገቢረ : ዕርቅሰ : እዙዝ : ውእቲ : በእንተ :
 ዘይቤ : እግዚእን : በወንጌል : “ሑር : ቅድመ :
 ወተባረቅ : ምስሰ : እኩክ : ወእምዝ : ገቢእከ :
 አብእ : መባእከ ። ወብሂሎተኒ : ካዕበ : ብፁ
 ዓን : ገብርያን : ሰላም : እስመ : እሙንቲ : ውሉ
 ደ : እግዚእብሔር : ይሰመዩ ። ወሐዋርያትኒ :
 ይቤሉ : ኢመፍትው : ስእግብርተ : ከርስ
 ቶስ : ተጻልኦ ።

፩ሺ፪፻፸፯ ስምንተኛ : ምዕራፍ : ዕርቅ : ስሰማድረግ :
 ይናገራል ። ዕርቅ : ማድረግሰ : የታዘዘ : ነው ።
 ጌታችን : በወንጌል : አስቀድመህ : ሂድና :
 ከወንድምህ : ጋር : ታረቅ ። ከዚያም : ተመል
 ሰህ : መባህን : ሰጥ : ሰላለ : ነው ። (ማቴ : ፮ :
 ፳፫ - ፳፬) ። ዳግመኛም : ዕርቅን : የሚያደርጉ :
 ሰዎች : ብፁዓን : ናቸው : እነርሱ : የእግዚእብ
 ሔር : ልጆች : ይባላሉና : በማለቱ : ነው ።
 (ማቴ : ፮ : ፱) ። ሐዋርያትም : ለከርሱቶስ : እገ
 ልጋዮች : መጣላት : እይገባቸውም : ብለዋል ።

፩ሺ፪፻፸፰ ዘኤፌሶን : ፫፣ : ወይኩን : ዘይፀውሮ : ፩ዱ :
 እምኔከሙ : ሰካልኦ : ወኩኑ : ዕቁባን : በዐ
 ቂበ : ፍቅር : መንፈሳዊት : በማእሰረ : ዕርቅ ።
 ዘ፬፣ : ወኢታዕርቡ : ፀሐየ : ዲበ : መዓትካሙ :
 ወእታህብም : ፍኖተ : ለሰይጣን : ሰእስሕቶት
 ከሙ ።

፩ሺ፪፻፸፰ ኤፌሶን : ፫ ። ከእናንተ : እንዱ : ሌላውን :
 የሚሸከመው : ይሁን ። በዕርቅ : ማሠራያነት :
 መንፈሳዊት : ፍቅርን : በመጠበቅ : የተጠበቃ
 ችሁ : ሁኑ ። (ኤፌ : ፱ : ፩ - ፫) ። ፱ ። በቁጣችሁ
 ላይ : ፀሐይን : አታስገቡ ። ለይጣንም : እንዲያ
 ሰታችሁ : ጉዳና : እትሰጡት ። (ኤፌ : ፱ :
 ፳፮ - ፳፯) ።

፩ሺ፪፻፸፱ ድስቅ : ፰፣ : ወተዐቀቡ : ከመ : ትግበሩ :
 ሰላመ : ማእከለ : ተጻላእያን : እምቅድመ :
 ደዓእ : ፍትሕ : እምኤጲስቆጶስ : ወተፋትሖስ :
 ኢኮን : ሠናዩ : በምንትኒ : ግሙራ : እመፍቅ
 ዳተ : ዝነቲ : ዓለም : እሰመ : እመንድቦተ :
 ፩ዱ : ሰካልኦ : በምንትኒ : እመፍቅዳተ :
 ዝነቲ : ዓለም : እምግብረ : ሰይጣን : ውእቲ :
 ወእመከራሁ ። ወያፍጥን : ሰብእ : ወይሥዐር :
 ዘነቲ : በጉጉዓ : ወሰእመኒ : ውእቲ : የጎጉል :
 ጎዳጠ : እምንዋይ : ይኔይሰከ : ከመ : ትኅ
 ጉል : ጎዳጠ : እምንዋይከ : ወትጌጉእ : ለተ

፩ሺ፪፻፸፱ ድስቅ : ፰ ። ከኤጲስቆጶስ : ፍርድ : ላይወጣ :
 በተጣሉ : ሰዎች : መካከል : ዕርቅ : ከማድረግ :
 ተጠበቁ ። ከዚህ : ዓለም : ፈቃድ : የተነሣ : በማ
 ንኛውም : ነገር : መካሰስ : ከቶ : መልካም :
 አይደለም ። ከዚህ : ዓለም : ፈቃድ : የተነሣ :
 በማንኛውም : ነገር : እንዱ : ሌላውን : ማሰጨ
 ነቅ : ከሰይጣን : ሥራ : ከፈተናው : የተገኘ :
 ነውና ። ሰው : ፈጥኖ : በችኮላ : ይህን : ይሻር ።
 እርሱ : ከገንዘቡ : ጥቂት : ቢያጠፋ : እንተም :
 ከገንዘብህ : ጥቂት : ብታጠፋ : ከሰውም : ሁሉ :
 ጋር : ወንድሜ : ወንድሜ : ለመባባል : ብትቸ

አገዳተ ፡ ሁሉ ፡ ሰብእ ፡ እኮ ፡ ስለጋዊክ ፡ ባሕ
 ቲቶሙ ፡ እሳ ፡ ምስላ ፡ ሁሉሙ ፡ እሕዛብ ፡
 እሰመ ፡ እንተ ፡ ሳእመ ፡ ኅጉልክ ፡ ዘገነቲ ፡
 ዓለም ፡ እኮ ፡ ዘተገጉል ፡ እም ፡ ዘእግዚአብሔር
 እምክመ ፡ ኮንክ ፡ ሳእክ ፡ እግዚአብሔር ፡ ዘተ
 ሐዩ ፡ በትእዛዘ ፡ ክርስቶስ ፡ ለእሳ ፡ ተበእሱ ፡
 እሰተጋብእዎሙ ፡ በተፋቅር ፡ ወለመስተጻር
 ራን ፡ እሰተሳልምዎሙ ፡ ከመ ፡ ይኩኑ ፡ ሰንእ
 ዋን ፡ እሰመ ፡ እግዚእን ፡ ይቤ ፡ ብፁዓን ፡ ገባር
 ያን ፡ ሰላም ፡ እሰመ ፡ እሙንቲ ፡ ውሉዶ ፡ እግዚ
 እብሔር ፡ ይሰመዩ ።

፩ሺ፬፻፳፰ ዘ፲ወጀቲ ፡ ወእሳሰ ፡ ይገብሩ ፡ ጽልእ ፡ ወጻ
 ብእ ፡ ወተጋእዞ ፡ ወተፋትሐ ፡ ዐግዕዳን ፡ እሙ
 ንቲ ፡ ወነኪራን ፡ እምእግዚአብሔር ፡ እሰመ ፡
 እግዚአብሔር ፡ እምላክ ፡ ምሕረት ፡ ውእቲ ።

፩ሺ፬፻፳፩ ዘቆርንቶስ ፡ ፮ቲ ፡ “ናሁ ፡ እኩንንክሙ ፡
 ሥጋክሙ ፡ ቅድመ ፡ እመ ፡ ኮንክሙ ፡ ተጻላእ
 ያን ፡ ወትትገእዙ ፡ በበዶናቲክሙ ፡ ወለምንት ፡
 ዘኢትትግጉሉ ፡ ወለምንት ፡ ዘኢትትገፍዑ ፡
 እሳ ፡ እንትሙስ ፡ ተዓጋልያን ፡ ወገፋዕያን ፡
 እጋዊክሙ ፡ ካዕበ ፡ ኢተእምሩኑ ፡ ከመ ፡ ዐግ
 ዕዳን ፡ ኢይወርስዋ ፡ ሰመንግሥተ ፡ እግዚእብ
 ሔር” ።

፩ሺ፬፻፳፯ ወእእምር ፡ ከመ ፡ ዕርቅ ፡ ዘበእንተ ፡ ንዋይ ፡
 በፍኖተ ፡ አርዮት ፡ ወውሂቦት ፡ ሰቢዝዎ ፡
 መሐሳ ፡ ወመቲሪ ፡ ተጻልእ ፡ ወተፋትሐ ፡ በእ
 ንተ ፡ ፈቃደ ፡ እግዚአብሔር ፡ ወንፊር ፡ እም
 ሰብእ ። ወውእቲ ፡ ይትክፈል ፡ ገበ ፡ ፫ቲ ፡ እክ
 ፋል ፡ ተዓርቆ ፡ ዘምስላ ፡ ተእምኖ ፡ ወዕርቅ ፡
 ዘምስላ ፡ ክሒድ ፡ ወዕርቅ ፡ ዘምስላ ፡ አርምዋ ፡
 ወውእቲ ፡ ሰበ ፡ እያእምን ፡ በዘደሰክያዎ ፡ ላዕ
 ሌሁ ፡ ወእይክሕድሂ ።

፩ሺ፬፻፳፫ ወለእመ ፡ ኮን ፡ ዕርቅ ፡ በእንተ ፡ ንዋይ ፡ በው
 ሂበ ፡ ንዋይ ፡ ያትፈጸም ፡ በእንቲእሁ ፡ ውሂበ ፡
 ንዋይ ፡ በእንተ ፡ ንዋይ ። ወይኩን ፡ ዘከመ ፡ ይገ
 ብሩ ፡ በምሥዶዋ ፡ ወተግዶዎ ። ወለእመ ፡ ኮን ፡
 ዕርቅ ፡ በእንተ ፡ ንዋይ ፡ ዘቦቲ ፡ በቀዳት ፡
 ይኩን ፡ በከመ ፡ ተበሰበሱ ፡ ወነሉ ፡ ድልው ፡
 ውእቲ ፡ ሰእመ ፡ እኩን ፡ ውስቲቲ ፡ ርዴ ፡ በእ
 ምሳል ፡ ለእመ ፡ ይከውን ፡ ዕርቅ ፡ በእንተ ፡ ፳ ፡
 ርክብት ፡ በጊዜሃ ፡ ወፀ ፡ በዕድሜ ፡ እው ፡ በመ
 ሰፈርቅ ፡ እው ፡ በእንተ ፡ ሥርናይ ፡ ብሉይ ፡

ኩል ፡ ይሻልሃል ። ለወንድሞችህ ፡ ብቻ ፡ እይደ
 ለም ። ከእሕዛብ ፡ ሁሉ ፡ ጋራ ፡ ነው ፡ እንጂ ።
 በከርስቶስ ፡ ትእዛዝ ፡ የምትኖር ፡ የእግዚአብ
 ሔር ፡ እገልጋይ ፡ ከሆንክ ፡ የዚህን ፡ ዓለም ፡ ገን
 ዘብ ፡ ብታጣ ፡ ከእግዚአብሔር ፡ የሚገኘውን ፡
 የምታጣ ፡ እይደለህምና ። የተጣሉትን ፡
 ሰዎች ፡ በፍቅር ፡ እንድ ፡ እድርጓቸው ። የተጣ
 ሉትንም ፡ እስታርቋቸው ። የተሰማሙ ፡ ይሆኑ ፡
 ዘንድ ። ጌታችን ፡ ሰላምን ፡ የሚያደርጉ ፡ ብፁ
 ዓን ፡ ናቸው ። እነርሱ ፡ የእግዚአብሔር ፡ ልጆች
 ይባላሉና ፡ ብሏልና ። (ማቴ ፡ ፭ ፡ ዘ) ።

፩ሺ፬፻፳፰ ፲፪ ። ጠብን ፡ መጣላትን ፡ ክርክርንና ፡ መፋ
 ረድን ፡ የሚያደርጉ ፡ ሰዎች ፡ ዓመፀኞች ፡
 ናቸው ። ከእግዚአብሔርም ፡ የተለዩ ፡ ናቸው ።
 እግዚአብሔር ፡ የይቅርታ ፡ እምላክ ፡ ነውና ።

፩ሺ፬፻፳፩ ቆርንቶስ ፡ ፮ ። እነሆ ፡ እርሰበርሳችሁ ፡ የም
 ትጣሉና ፡ የምትክራኩሩ ፡ በነበራችሁበት ፡
 ጊዜ ፡ ሥጋችሁን ፡ እስገዝታችሁ ፡ ነበረ ። የማ
 ትቀሙ ፡ ለምንድን ፡ ነው ? የማትበደሉስ ፡ ለም
 ንድን ፡ ነው ? እናንተስ ፡ ገና ፡ ሁለተኛ ፡ ወንድ
 ሞቻችሁን የምትቀሙ ፡ የምትበደሉም ፡ ናችሁ ።
 ዓመፀኞች ፡ የእግዚአብሔርን ፡ መንግሥት ፡
 እንዳይወርሱ ፡ እታውቁምን ? (፩ ፡ ቆር ፡ ፮ ፡
 ፮-፲፩) ።

፩ሺ፬፻፳፯ ሰለታወቀ ፡ ገንዘብ ፡ የሚሆን ፡ ዕርቅ ፡ በማ
 ስተካክል ፡ መንገድ ፡ መሐላን ፡ ለመበገጥ ፡
 (ሰማስቀረት) ፡ ሰለእግዚአብሔር ፡ ፈቃድ ፡
 ከሰው ፡ ሰለማፈር ፡ መፋረድንና ፡ መጣላትን ፡
 ለመቁረጥ ፡ እንደሆነ ፡ እወቅ ። እርሱም ፡ ከ፫ ፡
 ይከፈላል ። ከማንም ፡ ጋራ ፡ የሚሆን ፡ ዕርቅ ፡
 ከመካድም ፡ ጋር ፡ የሚሆን ፡ ዕርቅ ፡ ከገምታም
 ጋር ፡ የሚሆን ፡ ዕርቅ ፡ አለ ። ይኸውም ፡ በከሰ
 ሱት ፡ ነገር ፡ ባያምን ፡ ወይም ፡ ባይክድ ፡ ነው ።

፩ሺ፬፻፳፫ ሰለገንዘብ ፡ የሚሆን ፡ ዕርቅ ፡ ገንዘብ ፡ በመ
 ሰጠት ፡ ቢሆን ፡ ሰለእርሱ ፡ የገንዘብ ፡ ሰጠታ ፡
 ስለገንዘብ ፡ ይፈጸማል ። በመሸጥና ፡ በመግ
 ዛት ፡ ጊዜ ፡ እንደሚያደርጉት ፡ ይሁን ። ዕርቁ ፡
 ትርፍ ፡ ሰላለው ፡ ገንዘብ ፡ ቢሆን ፡ እንደተዋ
 ዋሉት ፡ ይሁን ። አራጣ ፡ ከሌለበት ፡ ሁሉ ፡ የተ
 ገባ ፡ ነው ። ለምሳሌ ፡ ዕርቁ ፡ በጊዜዋ ፡ በተገ
 ኘች ፡ በካያ ፡ በቀጠር ፡ ፀ ፡ ወይም ፡ በመሰ
 ፈሪያ ፡ ወይም ፡ ስለከረመ ፡ ስንዴና ፡ እዲስ ፡
 ስንዴ ፡ በቀጠር ፡ ስለመሰጠት ፡ ቢሆን ፡ በእ

ወውረዘ ፡ ሥርጅዶ ፡ ሐዲስ ፡ በዕድሜ ፡ ይደሉ ፡
አሙን ።

፩ሺ፬፻፹፱ ወደውበር ፡ ዕርቅ ፡ በተሥሰሮ ፡ ትእዛዛቱ ፡
በአምሳል ፡ ዘያከውን ፡ ዕርቅ ፡ ላሳለ ፡ ፍዳ ፡
በጊዜ ፡ አሙር ፡ ወኢወዘበ ፡ በውላቱ ፡ ጊዜ ፡
አው ፡ በግብር ፡ አሙር ፡ ወየአቢ ፡ ከመ ፡ አይ
ሥርወ ፡ ቡቱ ፡ አምላክቱ ፡ ማንፈታ ። ወዕር
ቅስ ፡ ላሳለ ፡ ዕዳ ፡ ዘአንብለ ፡ ግብሩ ፡ አው ፡ ዘአ
ንበለ ፡ ጊዜው ፡ ዘከመ ፡ ወይጠ ፡ ዕዳ ፡ ወዕርቅ ፡
ላሳለ ፡ ካልእ ፡ እምሳዳ ፡ ዘዘያመስሎ ፡ በጊዜው ፡
ጎደን ፡ ሎቱ ፡ ዕዳ ፡ ካልእ ።

፩ሺ፬፻፹፳ ምዕራፍ ፡ ፱፣ ፡ በአንተ ፡ ከመ ፡ አይታፋ
ትሑ ፡ ምእመናን ፡ በኅበ ፡ አለ ፡ አያአምኑ ፡
ወከመ ፡ ይኩኑ ፡ ፈታሕት ፡ እምሊቃን ፡ ካዘ
ናት ፡ አው ፡ አምካዘናት ፡ ወከመ ፡ አይፍታሕ ፡
፩ዱ ፡ ለርእሱ ፡ ወከመ ፡ አይአበይ ፡ ፈዳሂ ፡
አምበጸሕ ፡ ኅበ ፡ ፈታሕ ፡ ሰበ ፡ ጸውዕዎ ፡ ለተ
ፋትሐ ፡ ይበ ፡ ጸውሎስ ፡ ሐዋርያ ፡ ዘቆሮንቆስ ፡
ጿቱ ፡ “ለእመቦ ፡ ዘዐ ፡ ተሰናን ፡ ምስለ ፡ ቢጸ ፡
ይትዋቀሱ ፡ በኅበ ፡ ትዳሳን ፡ ወአኮ ፡ በኅበ ፡
ጸአልያን ፡ ወዐማዕያን ፡ አላ ፡ በኅበ ፡ ትዳ
ሳን ፡ ወንጹሐን ፡ ወአተአምሩኑ ፡ ከመ ፡ ንጹ
ሐን ፡ ይካንንም ፡ ለዘንቱ ፡ ዓለም ፡ ወለአመ ፡
ሰከ ፡ ዓለም ፡ ትትካንን ፡ ብከመ ፡ ኢኮንከሙኑ
ድልዋን ፡ ከመ ፡ ትፍትሑ ፡ ዘንተ ፡ ፍትሐ ፡
ንኡስ ፡ አው ፡ ኢተአምሩኑ ፡ ከመ ፡ ንሕነ ፡ ንካ
ንኖመ ፡ ለመላእክት ፡ እርኪ ፡ ዘኮን ፡ ውስተ ፡
ዛቱ ፡ ዓለም” ፡ ወበሕቱ ፡ ለአመ ፡ ኮንት ፡ ማእ
ከሊከመ ፡ ወማእከለ ፡ ፩ዱ ፡ እምሰብእ ፡ ዛቱ ፡
ዓለም ፡ ተጋእዖ ፡ እንብርምመ ፡ ምስቡከመ ፡
ለእስ ፡ ይቱሐቱ ፡ አመዓርን ፡ ግመተ ፡ ቤተ ፡
ክርስቲያን ፡ ለራጸም ፡ ፍትሕ ፡ ማእከሊከመ ።
ወዘንተስ ፡ ዘእበ ፡ ከመ ፡ ትጎፈሩ ፡ ወከመዘን ፡
አልዐ ፡ እምሙስቲትከመ ፡ ጠቢብ ፡ ወኢ
፩ዱ ፡ ዘይከል ፡ ፈቱሐ ፡ ማእከለ ፡ እኅው ፡ ወእ
ኅው ፡ እስከ ፡ ይጸልእ ፡ አኅ ፡ ለእኅው ፡ አው
ይትፋትሐ ፡ ካዕበ ፡ በኅበ ፡ አለ ፡ አያአምኑ ።

፩ሺ፬፻፹፯ ድስቅ ፡ ፳፣ ፡ አይሐር ፡ ክርስቲያናዊ ፡ ኅበ ፡
መሰናን ፡ አሕዛብ ፡ ወኢኅበ ፡ ሊቃናተ ፡ ዐላ
ውያን ፡ ከመ ፡ ይፍትሑ ፡ ሎቱ ፡ ወኢበምንት፡

ውነት ፡ ይገባል ።

፩ሺ፬፻፹፱ በትእዛዛቱ ፡ መሻር ፡ ዕርቅ ፡ ይሻራል ።
ለምሳሌ ፡ በታወቀ ፡ ጊዜ ፡ ስመክራል ፡ የተ
ደረገ ፡ ዕርቅ ፡ በዚያ ፡ ጊዜ ፡ ባይሰጥ ፡ ወይም ፡
በታወቀ ፡ ሥራ ፡ በአኩሪታው ፡ እንዳይ
ሠሩበት ፡ እንቢ ፡ በሌ ፡ ይፈርሳል ። ያለ ፡
ሥራው ፡ ወይም ፡ ያለጊዜው ፡ በዕዳ ፡ የግሆ
ን ፡ ዕርቅስ ፡ ዕዳን ፡ እንደመሸጥ ፡ ያለ ፡ ነው ።
ከዕዳ ፡ ወገን ፡ በሌላ ፡ ላይ ፡ የሚሆንም ፡ ዕርቅ ፡
በሚመስለው ፡ ሁኔታ ፡ በጊዜው ፡ ሌላውን ፡
ዕዳ ፡ ይተውላት ።

፩ሺ፬፻፹፳ ፱ንኛ ፡ ምዕራፍ ፡ አማኞች ፡ በማያምኑት ፡
ዘንድ ፡ እንዳይፈራረዱ ፡ ፈራጆችም ፡ ከሊቃን ፡
ካዘናት ፡ ወይም ፡ ከካዘናት ፡ ወገን ፡ እንዳይሆኑ ፡
እንዲም ፡ ለራሱ ፡ እንዳይፈርድ ፡ አንድ ፡ ስውስ ፡
እንኳ ፡ ለፍርድ ፡ በጠሩት ፡ ጊዜ ፡ ወደ ፡ ዳኛ ፡
ከመድረስ ፡ እንቢ ፡ እንዳይል ፡ ይፍገራል ። ሐዋ
ርያ ፡ ጸውሎስ ፡ እንዲሁ ፡ አለ ። ቆሮ ፡ ፮ ። ከዛል
ንጀራው ፡ ጋር ፡ ጥል ያለው ፡ ሰው ፡ ቢኖር ፡
በቅዱሳን ፡ ዘንድ ፡ ይከራከሩ ። በተሳዳሪዎችና ፡
በዓመገኞች ፡ ዘንድ ፡ አይደለም ። በቅዱሳንና ፡
በንጹሐን ፡ ዘንድ ፡ ነው ፡ እንጂ ። ንጹሐን ፡
ይህን ፡ ዓለም ፡ እንዲገዙት ፡ አታውቁምን ?
ዓለምም ፡ በአናንተ ፡ የምትገዛ ፡ ከሆነች ፡ ይህን
ትንሽ ፡ ፍርድ ፡ ልትፈርዱ ፡ ዝግጁዎች ፡ አልሆ
ናችሁምን ? ወይስ ፡ እኛ ፡ መላእክትን ፡ እንደን
ገዛቸው ፡ አታውቁምን ? በዚህች ፡ ዓለም ፡ የሆነ
ውንግ ፡ እንደምን ፡ አንገዛ ? ነገር ግን ፡ በእኛ
ንተና ፡ ከሰብእ ፡ ዓለም ፡ በአንዱ ፡ መካከል ፡
ክርክር ፡ ቢኖር ፡ በመካከላችሁ ፡ ፍርድን ፡ ለመ
ፈጸም ፡ ከበተ ፡ ክርስቲያን ፡ ሹመት ፡ መዓርግ ፡
ዝቅ ፡ ያሉትን ፡ ከእናንተ ፡ ጋራ ፡ አስተምጧ
ቸው ። ይህንም ፡ ማለቱ ፡ ታፍሩ ፡ ዘንድ ፡ ነው ።
ወንድም ፡ ወንድሙን ፡ አስኪጣላው ፡ ወይም ፡
ዳግመኛ ፡ በኢአማንያን ፡ ዘንድ ፡ እስኪፈረደው
ድረስ ፡ በወንድምና ፡ በወንድም ፡ መካከል ፡
መፍረድ ፡ የሚችል ፡ አንድ ፡ አንኳ ፡ ብልህ ፡
ከውስጣችሁ ፡ እንደዚህ ፡ የለምን ? (፩ ፡ ቆሮ ፡
፮ ፡ ፩ - ፳) ።

፩ሺ፬፻፹፯ ድስቅ ፡ ፳፣ ፡ ክርስቲያናዊ ፡ ከሥራዎች ፡ በማ
ናቸውም ፡ ይፈርዱላት ፡ ዘንድ ፡ ወደ ፡ አሕዛብ ፡
ገዢ ፡ ወደ ፡ አዐላውያን ፡ አለቆች ፡ አይሂድ ።

አንቀጽ : ፵፫ =

በለ : ፳፻ =

እምግብራት : እስመ : ሰይጣን : ያስተደሉ : መሣግረ : ብዙኃተ : ለእግብርተ : እግዚአብሔር : እመንገለ : መንገደቆሙ : በበይናተሆሙ = ወይከውናሙ : ነውረ : ከመ : ዘውለቶሙ : እልቦ : በውስቴቶሙ : ጠቢብ : ወእጅዱ : ዘይክል : ከመ : የሁሉ : በግእከሌሆሙ : ወዘየእምር : ፍትሐ : ነሱ : ለለጅዱ : ወዘያድገኛ : እምካልኦ : ከመ : ይሰበል : ሀከክ : ወኢትጎድግዎሙ : ዓዲ : ለአሕዛብ : ያእምሩ : ምንተኒ : እምተጋእዞ : ዘይከውን : ግእከሌከሙ ::

ሰይጣን : በእኩሌቶቹ : በኩል : እርሰ : በርሳቸው : ለማጣላት : ለእግዚአብሔር : እንልጋዮች : ብዙ : ወጥመድን : ያዘጋጃልና ። ከእነርሱ በውስጣቸው : የእያንዳንዱን : ሁሉ : ፍርድ : የሚያውቅና : የሚችል : ክርክርም : ይርቅ : ዘንድ : ከሌላው : የሚያድነው : እንድስ : እንኳ : ብልህ : እንደሌለ : አድርጎ : ነውር : ይሆንባቸዋል = ጻግመኛም : እሕዛብን : እንዲቀመጡ : አትተውዋቸው : በመካከላችሁ : የሚሆነውን : ክርክር : ምንም : ምን : እንዳያውቁ ።

፩ሺ፬፻፹፮ በለ : ንወጀቱ : ወነሱ : ፍትሐት : ዘካህናት : ኢይሰድዎ : ንበ : መኳንንት : እላ : ያምጽእዎ : ንበ : ኤዲበቆዳስ : ወንበ : ሊቆሙ : ለቀሳውስት : ከመ : ይፍትሑ : ላዕሌሆሙ : ወእኮ : መኳንንት : ውለቶሙ : ዘይፈትሑ : ላዕለ : ቤተ : ክርስቲያን : እላ : ቤተ : ክርስቲያን : ይእቲ እንተ : ትፈትሐ : ላዕለ : ነሱ : ሰብእ : ለለጅዱ =

፩ሺ፬፻፹፮ በለ : ንጀ = የካህናቱን : ፍርድ : ሁሉ : ወደ መኳንንቱ : እይውሰዱት = ይፈርዱላቸው : ዘንድ : ወደ : ኤዲበቆዳስና : ወደ : ቀሳውስት : እለቃ : ያምጡት : እንጂ = መኳንንትም : በቤተክርስቲያን : የሚፈርዱ : እይደሉም = በእያንዳንዱ ሰው : ሁሉ : ላይ : የምትፈርድ : ቤተ : ክርስቲያን : ናት : እንጂ =

፩ሺ፬፻፹፰ መጅ : ፲፩ = ወእመቦ : ዘኮነ : ግእከሌሁ : ወግእከለ : ጅዱ : ተጋእዞ : ወእመጽእ : ንበ : ፈታሒ : ወተፈልጠ : በምክረ : ነፍሱ : እመንገለ : ተሠልጠ : ወተጋይሉ : ለነሢእ : እምበዓለ : ዕዳሁ : ኢየሀብዎ : ሎቱ : ምንተኒ : እምንዋዩ = ወለእመ : ነሥእ : ዘእኮነ : ዚእሁ : ያቅርብዎ : ንበ : ሊቀ : መካን : ዘሀለወ : ቡቱ : ውለቱ : ከመ : ያገሥጹ = ወለእመ : እገብእ : ንበ : ሊቀ : ከመ : ይፍታሕ : ሎቱ : ወረሰዩ : ርእሶ : ሀዩንተ : ፈታሒ : ዘይትብቀል : ወነሥእ : ንዋዩ : ዘእንበለ : ፍትሐ : መኰንን : ያግብእ : ዘነሥእ : እምኒሁ =

፩ሺ፬፻፹፰ መጅ : ፲፩ = በእርሱና : በእንዱ : መካከል : ክርክር : ቢኖር : ወደ : ጻኛም : ባይመጣ : ከባለዕዳው : ላይ : የሚወሰደውን : ገንዘብ : በሥልጣኑና : በነይሉ : ለመውሰድ : በራሱ : ፈታድ : የተለየ : ቢሆን : ከገንዘቡ : ለእርሱ : ምንም : ምን : እይስጡት = የእርሱ : ያልሆነውንም : ገንዘብ : ቢወስድ : ይቀጣው : ዘንድ : ወደእለበት : ጻኛ : ያቅርቡት = ይፈርድለትም : ዘንድ : ወደ : ጻኛ : ባይቀርብ : ራሱንም : እንደሚፈርድ : ጻኛ : ቢያደርግ : ያለጻኛም : ፍርድ : ገንዘቡን : ቢወስድ : የወሰደውን : ከእርሱ : ይመልሱት =

፩ሺ፬፻፹፱ ጠለ : ሳወጁቱ : ወለእመ : ነሥእ : ጅዱ : ምንተኒ : እምእይ : ካልኦ : ዘእንበለ : ፍትሐ : ፈታሒ : ወለእመ : ኮነ : ዘሂዶ : እምእይሁ : ዘዚእሁ : ውለቱ : ይጻእ : እምኒሁ : ምልክናሁ : ወእመሰ : ኮነ : ዘካልኦ : ያግብእ : ኪያሁ : ምስለ : መጠን : ሄጡ : ወተውሳክ : ዝንተኒ = እመቦ : ዘሰክዶዎ : ንበ : ፈታሒ : ወእበዩ : በጸሐ : ወስምዐ : ኮነ : ላዕሌሁ : እለ : እመን : ቃሎሙ : ይትገሠጽ : እው : ይትወገዝ : እስክ : ይበጽሕ : ንበ : መንበረ : ፍትሐ : ለተፋትሐ =

፩ሺ፬፻፹፱ ጠለ : ሳወጁ = እንድ : ሰው : ከሌላው : እጅ : ያለጻኛ : ፍርድ : እንዳች : ቢወስድ : ከእጁም : የቀጣው : የእርሱ : ገንዘብ : ቢሆን : ገንዘብ ነቱ : ከእርሱ : ይውጣ = የሌላው : ገንዘብ : ቢሆን : ግን : ከዋጋው : ልክና : ካጠፈታው : ጋር : እርሱን : (ያንኑ) : ይመልስ = በጻኛ : የኮሰሱት : ሰው : ቢኖር : መቅረብንም : እንቢ : ቢል : ቃላቸውም : የታመነ : ሰዎች : ምስክር : ቢሆኑበት : ለመፋረድ : ወደ : ሸንጎ : እስኪቀርብ : ድረስ : ይቀጣ : ወይም : ይለይ : (ይታሰር)

፩ሺ፬፻፺ ምዕራፍ : ፲ቱ = በእንተ : ትእዛዛተ : እዝልፎቱ : ለፈታሒ = ወዛተኒ : ትበቀዕ : ለሥር

፩ሺ፬፻፺ ምዕራፍ : ፲ = ጻኛ : እዘውትሮ : ግዝዝ : እንዲገባው : ይናገራል = ይህችም : ለሹመቱ : ውሳኔ

አንቀጽ ፡ ፵፫ ፡

ሰለ ፡ ፳፻ ፡

ዓተ ፡ ውሳኔ ፡ ዘሚመቱ ፡ ወለፍትሐ ፡ ኮንኔ ፡ ዘመዓርጉ ፡ ወለዘይትነገር ፡ በውስተ ፡ መጽሐፈ መባሕቱ ፡ ወጽሐፈ ፡ ትእዛዙ ፡ ወውሳኔያተ ፡ ፍትሐ ፡ ወለዘተርፈሂ ፡ በውስተ ፡ አንቀጽ ፡ መጽሐፍ ፡ እምዘተነግረ ።

፳፫፻፶፩ ወለእምር ፡ ከመ ፡ ኮሉ ፡ ዘእከልለዎ ፡ በጥንተ ፡ ሚመቱ ፡ ፍትሐ ፡ ኮንኔ ፡ እኮ ፡ ዘይከልለዎ ፡ እምእከልፎተ ፡ ህልዎ ፡ ቦቱ ፡ እሰመ ፡ ሚመቱ ፡ ይከውን ፡ ውስቱቱ ፡ ሰላመ ፡ ፍጽምተ ፡ ወወዓለሰ ፡ እምሚመቱ ፡ ይከውን ፡ ውስቱቱ ፡ ታሕጻጸ ፡ ፍጹመ ። በእምሳል ፡ ለእመ ፡ ኮን ፡ ዕንባዜ ፡ ውስተ ፡ ልቡ ፡ ወሰለመ ፡ ኮን ፡ ይሴፈወ ፡ ተፈውሶቶ ፡ ይጽንሕዎ ፡ ወለእመ ፡ ኮን ፡ ዘእይሴፈወ ፡ ሰእመ ፡ ኮን ፡ በጊዜ ፡ እመር ፡ እምተረፈ ፡ ጊዜያት ፡ ይፀርዎ ፡ ወእመ አኮሰ ፡ አልቦ ።

፳፫፻፶፪ ምዕራፍ ፡ ፲፩፻፳፯ ። በእንተ ፡ ፀላቱ ፡ እምሚመቱ ፡ ኢይይልዎ ፡ ሎቱ ፡ ከመ ፡ ይሥዐር ፡ ነፍሶ ፡ ዘእንበለ ፡ በሥምረተ ፡ ዘሄሞ ፡ ወእብወሐ ፡ ሰዘሄሞ ፡ ከመ ፡ ይሥዐር ፡ ዘእንበለ ፡ በግብር ፡ ግሁድ ፡ ወለእመ ፡ ሠዐርዎ ፡ እው ፡ ተሥዕረ ፡ ይይሉ ፡ እግህዶተ ፡ ሥዕረቱ ፡ በከመ ፡ ያለው ፡ እግዚያተ ፡ ሚመቱ ፡ ከመ ፡ ትትመተር ፡ ተፋትሐ ፡ በኅዘቡ ።

፳፫፻፶፫ ወለእመ ፡ ፈትሐ ፡ እምድጎረ ፡ ሥዕረቱ ፡ ሰእመ ፡ ኮን ፡ እምድጎረ ፡ እእመረ ፡ ሥዕረተ ፡ ዘበእሁ ፡ ኢይቀውም ፡ ፍትሐ ፡ ወለእመ ፡ ኮን ፡ እምቅድመ ፡ እእምሮቱ ፡ ይቀውም ፡ ፍትሐ ። ወኢይሥዐርዎሙ ፡ ለሥዩማኒቡ ፡ እለ ፡ ይፈትሐ ፡ ፍትሐ ፡ እምታሕቱሁ ፡ እስከ ፡ ይሥዕሮሙ ፡ ዘይሠዩም ፡ እምድጎራሁ ፡ በግብር ፡ ግሁድ ፡ ወሰእመ ፡ ይቤ ፡ እምድጎረ ፡ ተሥዕሮቱ ፡ እንሰ ፡ ፈታሕቱ ፡ በዘከመዘ ፡ ኢይእከል ፡ ባሕቱቱ ፡ እስከ ፡ ይከውን ፡ ሰምዐ ፡ ምስሌሁ ፡ ካልእ ፡ ሰማዕት ፡ ዝነቱኒ ፡ ለእመ ፡ ኢይላዩም ፡ ለ፳፯ ፡ እምተጸላእያን ፡ እው ፡ ለእመ ፡ ኢይዕረግዎ ፡ ኅበ ፡ ዐባይ ፡ መዓርግ ፡ ከመ ፡ ዘይከውን ፡ ቀሲሰ ፡ ወይከውን ፡ በጊዜ ፡ ፀላቱ ፡ እምፍትሕ ፡ ኅበ ፡ ሚመተ ፡ ኤጲስቆጶስና ፡ እው ፡ ሊቀ ፡ ጳጳስና ።

፳፫፻፶፬ ምዕራፍ ፡ ፲፱፻፶፫ ። በእንተ ፡ ሰማዕታት ፡ ወውላቱ ፡ ኅቱ ፡ ከፍል ፡ ተዳሚ ፡ በእንተ ፡ ዘይደሉ ፡ ሰሚመቶሙ ፡ ወይኤምር ፡ በእንቲእሁ ፡

ደንብና ፡ ለመዓርጉ ፡ የቅጣት ፡ ፍርድ ፡ በሥልጣኑ ፡ ደብዳቤ ፡ ለሚነገረውም ፡ ለማዘገፍው ፡ ደብዳቤም ፡ ለፍርዱም ፡ ውሳኔዎች ፡ በመጽሐፍ ፡ አንቀጽ ፡ ከተነገረውም ፡ ለቀረው ፡ ትጠቅማለች ።

፳፫፻፶፭ በሹመቱ ፡ መጀመሪያ ፡ የቅጣት ፡ ፍርድን ፡ ያልከለከሉት ፡ ሰው ፡ በእርሱ ፡ መኖርን ፡ ከማዘውተር ፡ የሚከለከሉት ፡ እንዳይደሉ ፡ እወቅ ። ሹመቱ ፡ ፍጹም ፡ ሰላም ፡ ይሆናልና ። ከሹመቱ ፡ መውጣትም ፡ ፍጹም ፡ ጉድለት ፡ ቢገኝበት ፡ ነው ። ለምሳሌ ፡ በልቡ ፡ ተላላነት ፡ ቢኖር ፡ መዳኑንም ፡ ተስፋ ፡ የሚያደርጉ ፡ ቢሆኑ ፡ ይጠብቁት ፡ ተስፋ ፡ የማያደርጉ ፡ ቢሆኑ ፡ ግን ፡ በቀሩት ፡ ጊዜያት ፡ በታወቀ ፡ ጊዜ ፡ ቢሆን ፡ ይታገሡት ። ያለዚያ ፡ ግን ፡ ይሻሩት ።

፳፫፻፶፪ ምዕራፍ ፡ ፲፩ ፡ ከሹመት ፡ ሰለሚወጣበት ፡ ይናገራል ። በሺሚው ፡ ፈቃድ ፡ ካልሆነ ፡ በቀር ራሱን ፡ ራሱ ፡ ሊሸር ፡ እይገባውም ። ለተሾመውም ፡ ሰው ፡ በተገለጸ ፡ ሥራ ፡ ካልሆነ ፡ በቀር ፡ ሊሸረው ፡ እይገባውም ። ቢሸሩት ፡ ወይም ፡ ቢሸር ፡ ሹመቱን ፡ መግለጽ ፡ እንደተገባ ፡ መሻሩንም ፡ መግለጽ ፡ ይገባል ። በእርሱ ፡ ዘንድ ፡ መፈራረድ ፡ እንድትቀር ።

፳፫፻፶፫ ከመሻሩ ፡ በኋላ ፡ ቢፈርድ ፡ መሻሩን ፡ ካወቀ ፡ በኋላ ፡ ቢሆንም ፡ ፍርዱ ፡ እይጸናም ። ከማወቁ ፡ በፊት ፡ ቢሆን ፡ ግን ፡ ፍርዱ ፡ ይጸናል ። ከዚያ ታቸ ፡ ፍርድ ፡ የሚፈርዱ ፡ ሹማምቱን ፡ ከእርሱ ፡ በኋላ ፡ የሚሾመው ፡ ሰው ፡ በተገለጸ ፡ ሥራ ፡ እስኪሸራቸው ፡ ድረስ ፡ እይሻሯቸው ። ከተሻረ ፡ በኋላ ፡ እኔ ፡ በእንደዚህ ፡ ያለ ፡ ነገር ፡ ፈርጀ ፡ ነበረ ፡ ቢል ፡ ሌላ ፡ ምስክር ፡ ከእርሱ ፡ ጋራ ፡ እስኪመሰክር ፡ ድረስ ፡ ብቻውን ፡ እይባቃም ። ይህም ፡ ከተጣሉት ፡ አንዱን ፡ ባይወደው ፡ ወይም ፡ ወደ ፡ ከፍተኛ ፡ መዓርግ ፡ ባይወጡት ፡ ነው ። ይኸውም ፡ ቄስ ፡ የሆነ ፡ ሰው ፡ ከፍርድ ፡ በወጣ ፡ ጊዜ ፡ ወደ ፡ ኤጲስቆጶስንት ፡ ወይም ፡ ወደ ፡ ሊቀ ፡ ጳጳስና ፡ ሹመት ፡ እንደሚተላለፍ ፡ ነው ።

፳፫፻፶፬ ምዕራፍ ፡ ፲፱ ፡ ሰለምስከሮች ፡ ይናገራል ። ይኸውም ፡ ፲ ፡ ከፍል ፡ ነው ። መጀመሪያ ፡ ለሹመቶቹው ፡ ሰለሚገባው ፡ ይናገራል ። ስለእር

አንቀጽ : ፵፫ =

መጽሐፍ : ወልብ : እመጽሐፍሰ : ይብል : እግ
ዚእብሔር : እምእፈ : ጀቱ : ሰማዕታት : አው :
ቻቱ : ይቁም : ዙሉ : ነገር : ወጳውሎስጊ : ይብ :
ጤት : ጅቱ : ወእትትወከፍ : ወዴተ : በእንተ :
ቀሲሰ : ዘእንበለ : በስምዐ : ጀቱ : ሰብእ : አው :
ቻቱ =

፩ሺ፬፻፺፭ በስ : ሸወጀቱ : ኤሊስቆጶስ : ኢትፍታሕ :
ላዕለ : ስዳጊ : ዘእንበለ : በሰማዕት = ወዘተነግ
ረሂ : በተረፈ : እሉ : እክፋል : ይኤምር : ኅበ :
ዘይይሉ : ተሠይምተሙ : እስመ : ግዕዛት : ርኩ
ባውያት : እይከውና : ዘእንበለ : እለ : ይትረ
ከቡ : እምከዊነ : ግዕዞሙ : ወፍትሐተሆሙ =
ወልብጊ : ወእቱ : ዝንቱ : ሶበ : ኮነ : መንፈ
ቆሙ : ለሰብእ : ራትግነ : ሰማዕተ : ወመንፈ
ቆሙሰ : ኢኮነ : ራትግነ : ይይሉ : ከመ : ያቅሙ
ራትግነ : ለከዊነ : ስምዕ : ጊዜ : ተፋትሐ : በነበ
ፈታሐ : እለ : እሙን : ቃሎሙ : በጊዜ : ተፋ
ትሐ : በእንተ : ጥያቄ : ጽድቅ : ወነዲገ : ነገር :
ከንቱ =

፩ሺ፬፻፺፮ ወበእንተ : ከመ : ልቡና : ይፈትሐ : በከዊነ :
እቅምተ : ሰማዕት : ወተጋብእ : አሐተኔ : በግ
ብር : መፍትሔ : ሎሙ : እቅምተ : ሰማዕታት :
በጊዜ : ተፋትሐ : በሥርዓተ : ሕግ : እምላካ
ዊት : ወዘነበ : ካልእኒሆሙ : እስመ : ሰማዕ
ታት : ያጸንዑ : ሕገ : ጥያቄ : ወተወክር : መ
ሐላ : ፈድፋድ : ወየእከል : ዝንቱ =

፩ሺ፬፻፺፯ ዳግም : ሥርዓተ : ሙሳኔ : ዘይይልዎሙ =
ይቤ : ዮሐንስ : እፈ : ወርቅ : በትርጓሜሁ :
ብሥራተ : ማቴዎስ : ወዛቲስ : ቃል : እንተ :
ይእቲ : ርትዕ : እመኔ : ኮነት : ዘትትገበር :
ውስተ : እሐቲ : እምትፋፋት : ባሕቲታ : ዘው
እቲ : ቃለ : ጽድቅ : ያእቲስ : ፈድፋድ : ኢትት
ገበር : ዘእንበለ : ዘኮነት : ሎቱ : ዙሉ : ምግ
ባረ : ትፋፋት : በከመ : ይቤ : ዜናዊ : ወኮነ :
ጀኤሆሙ : ጸድቃነ : በቅድመ : እግዚእብሔር =
ወእጠየቀ : ዘንተ : ቃለ : ወይቤ : በንእይቱ :
ኪያሆሙ : ወየሐውሩ : በዙሉ : ትእዛዛቲሁ :
ወጽድቁ : በእግዚእብሔር : ዘእንበለ : ነውር =

በለ : ፳፭ =

ርሱም : መጽሐፍና : ልብ : ያሰረዳል = ከመጽ
ሐፍ : ግን : እግዚእብሔር : በሁለት : ወይም :
በሦስት : ምስክር : እፍ : ነገር : ሁሉ : ይጽና :
ብሏል = (ዘዳ : ፲፱ : ፲፮) = ጳውሎስም : እን
ዲህ : እለ = ጤት : ጅ = በጀ : ወይም : በ፫ :
ሰዎች : ምስክርነት : ካልሆነ : በቀር : በቆሱ :
ላይ : ነገር : ሥራ : እትቀበል = (፩ጢሞ : ፭ :
፲፱) =

፩ሺ፬፻፺፰ በስ : ሸዊ = ኤሊስቆጶስ : ሆይ : በምስክር :
ካልሆነ : በቀር : በእንዲም : ላይ : እትፍረድ =
ከእነዚህ : ክፍሎች : በቀረው : የተነገረውም :
ሹመት : ወደሚገባቸው : ሰዎች : ያመለክታል =
የተገኙ : ጠባዮች : ከጠባያቸውና : ክፍርዳቸው
ሁኔታ : የተነሣ : የሚገኙ : ካልሆኑ : በቀር :
ለሹመት : እያበቁምና = ከልቡና : የተባለውም
ይህ : ነው = ከሰዎች : እኩሌቶች : እውነተኞች :
ምስክርነት : ቢሆኑ : እኩሌቶች : ግን : እውነ
ቶች : ባይሆኑ : እውነትን : ስለመረዳትና : ከን
ቲን : ነገር : ስለመተው : በመፈራረድ : ጊዜ :
ቃላቸው : የታመነውን : በዳኛ : ዘንድ : በመፈ
ራረድ : ጊዜ : እውነተኞችን : ምስክር : ለመ
ሆን : ሊያቆሙ : ይገባል =

፩ሺ፬፻፺፱ ምስክር : ስለመጥራትና : በእንድነት : በግድ
ስለመሰብሰብ : ሁኔታ : ልቡና : ስለሚፈርደው :
ይናገራል = በመፈራረድ : ጊዜ : በእምላካዊት :
ሕግ : ሥርዓትና : በሌሎችም : ዘንድ : ምስክር :
መጥፋት : ለእነርሱ : እግባብ : ነው = ምስክ
ሮች : የማስረጃውን : ሕግ : (እርግጠን) : ይል
ቁንም : መሐላ : መቀበልን : (ማማልን) : ያጸ
ናሉና : ይህም : ይበቃል =

፩ሺ፬፻፺፻ ሁለተኛ : የሚገባቸው : የውሳኔ : ደንብ :
ነው = ዮሐንስ : እፈ : ወርቅ : በማቴዎስ : ወን
ጌል : ትርጓሜው : እንዲህ : እለ = ቅን : የሆ
ነች : ይህች : ቃል : ከትፋፋት : ወገን : በእን
ዲቱ : ምንም : ብቻዋን : የምትሠራ : ብትሆን
ይኸውም : የእውነት : ቃል : ነው = ይህችስ :
የትፋፋት : ሥራ : ለሆነችው : ሁሉ : ካልሆነ :
በቀር : ፈጽሞ : እትደረግም = በባኪው : (ሉቃ
ስ) : እንደተናገረ : በእግዚእብሔር : ፈት : ሁለ
ቱም : እውነተኞች : ሆኑ = እነርሱንም : በማመ
ስገኑ : በእግዚእብሔር : ትእዛዝና : ሕግ : ሁሉ :
ያለነውር : ይናራሉ : ብሎ : ይህን : ቃል : እስ
ረዳ = (ሉቃ : ፩ : ፮) =

ለገቀጽ ፡ ገጽ =

ሰለ ፡ ጸኛ =

፩ሺ፬፻፺፰ ወይቤሉ ፡ ሐዋርያት ፡ ድስቅ ፡ ፲ቱ ፡ ወእለሂ ፡
 ይከውኑ ፡ ስምዐ ፡ ይኩኑ ፡ ንጹሐን ፡ ቅድመ ፡ እግ
 ዚአብሔር ፡ ወኢመዓትግን ፡ ዘይትእመንዎመ
 ቅዱሳን ፡ መፍቀርያን ፡ ቢጽ ፡ መሓርያን ፡ ዘእ
 እኩያን ፡ ወኢ ፡ ሰሱዓን ፡ እላ ፡ መሓርያን ፡
 ንጌራን ፡ ለዘከመ ፡ እሉ ፡ ይትወከፉ ፡ ስምዎመ ፡
 በእንተ ፡ ሥን ፡ ሔረቶመ ፡ ወጽድቀ ፡ ቃሎመ ፡
 ወሥን ፡ ምግባርመ ፡ ወለእለስ ፡ ኮን ፡ ሔረ
 ቶመ ፡ በካልእ ፡ እምዝንቱ ፡ እይትወከፉ ፡ ስም
 ዎመ ፡ ወለእመኒ ፡ ኅብረ ፡ ቃሎመ ።

፩ሺ፬፻፺፱ ጠስ ፡ ጽወጌቱ ፡ ወእለሂ ፡ ስምዐ ፡ ይከውኑ ፡
 ለይኩኑ ፡ እምን ፡ ሰብእ ፡ ዘይትእመንዎመ ፡
 ዘእኩኑ ፡ ነዳያን ፡ እእምሮ ፡ ወኢፍጹግን ፡ በዕ
 በድ ፡ ወዘሂ ፡ የነሥሥዎ ፡ እምን ፡ ሰግዕታት ፡
 ክብረ ፡ መዓርግ ፡ ወሃይማኖት ፡ ወልማደ ፡ ምግ
 ባራት ፡ እንተ ፡ ትትዌደስ ፡ ወእእምር ፡ ከመ ፡
 ከዋን ፡ ርትዕ ፡ በኅበ ፡ ጠቢባን ፡ ውእቱ ፡ ለዘተ
 ፈጸመት ፡ ነፍሱ ፡ ነባቢት ፡ በትምህርተ ፡ እእ
 ምሮ ፡ ትሩፋት ፡ ወበምግባረ ፡ ሠናያት ፡ ወመለ
 ከት ፡ ላዕለ ፡ ኅይለ ፡ መዓት ፡ ወፍትወታት ፡
 ወረሰየቶመ ፡ ይትለእኩ ፡ ለግብር ፡ መንፈሳዊ ፡
 ወእስተራመመት ፡ በእሐቱ ፡ እምኔዎን ፡
 ሁከታ ፡ ለካልእት ፡ ኅበ ፡ ኅሂሠ ፡ ሥጋውያት ።
 ወእእምር ፡ ከመ ፡ ዘይትፈቀድ ፡ እምኅበ ፡ እለ ፡
 ይከውኑ ፡ ስምዐ ፡ ቃለ ፡ ጽድቅ ፡ ውእቱ ።
 ወሰበ ፡ ኮን ፡ ዝንቱ ፡ ኢይትፈጸም ፡ ዘእንበለ ፡
 በእእምሮ ፡ ወተፀምዶ ፡ ትሩፋት ፡ ወተግጎም ፡
 እምኑናት ፡ ደለወ ፡ ሥርዓተ ፡ ውሳኔሁ ፡ ለዘእ
 ይትፈጸም ፡ ቃለ ፡ ጽድቁ ፡ ዘእንበለ ፡ ዘቦቱ ፡
 ቃለ ፡ ጽድቅ ።

፩ሺ፮፻ ማልስ ፡ በእንተ ፡ ግብራተ ፡ ከልእት ፡ ዘበድል
 ወት ፡ ድስቅ ፡ ፲ቱ ፡ እይኩን ፡ ስምዐ ፡ ዘእን
 በለ ፡ ምእመን ፡ ጠስ ፡ ጽወጌቱ ፡ ወእ ፡ ዘየሐ
 ጽጽ ፡ መዋዕሊሁ ፡ እምጽ ፡ ዓመት ፡ ወእ ፡ ዘሀ
 ሎ ፡ ታሐተ ፡ ምግብና ፡ ወእ ፡ ጽሙም ፡ ወእ ፡
 በሃም ፡ እው ፡ መሰተዓብድ ፡ እው ፡ ዘይዘሩ ፡
 ንዋዮ ፡ ወእ ፡ ነዳይ ፡ ወእገብር ፡ እ ፡ ዘፈትሐ ፡
 ላዕሌሁ ፡ በገበረ ፡ ዝመት ፡ ወእ ፡ እምእለ ፡ ይ
 ኢዝዝዎመ ፡ ወይገሥጽዎመ ፡ ዘከመ ፡ ሐራ

፩ሺ፬፻፺፰ ሐዋርያትም ፡ እንዲህ ፡ አሉ ። ድስቅ ፡ ፲ ።
 ምስክር ፡ የሚሆኑ ፡ ሰዎች ፡ በእግዚአብሔር ፡
 ፈት ፡ ንጹሐን ፡ የማይቆጡም ፡ ቅዱሳንም ፡
 ብለው ፡ የሚያምኗቸው ፡ ንጹሕንም ፡ የሚወዱ
 ይቅር ፡ ባዮች ፡ ቸሮች ፡ እንጂ ፡ ከፋዎች ፡ ወይ
 ም ፡ ስለታዎች ፡ ያይደሉ ፡ ይቅር ፡ ባዮች ፡ ይሁ
 ኑ ። እንደ ፡ እነዚህ ፡ ያሉትን ፡ ስለ ፡ አካሄዳቸው
 መበጀትና ፡ ስለ ፡ ቃላቸው ፡ እውነተኛነት ፡
 ስለ ፡ ምግባራቸውም ፡ መበጀት ፡ ምስክርነታ
 ቸውን ፡ ይቀበሉ ። አካሄዳቸው ፡ ከዚህ ፡ በሌላ ፡
 የሆነውን ፡ ግን ፡ ምንም ፡ ቃላቸው ፡ ቢተባበር ፡
 ምስክርነታቸውን ፡ አይቀበሉ ።

፩ሺ፬፻፺፱ ጠስ ፡ ጽጌ ፡ ምስክር ፡ የሚሆኑ ፡ ሰዎች ፡ ከሚ
 ያምኗቸው ፡ ሰዎች ፡ ወገን ፡ እውቀት ፡ ያነሣ
 ቸው ፡ ፈጽመውም ፡ ሰነፎች ፡ ያልሆኑ ፡ ይሁኑ ።
 ከምስክርቸም ፡ የሚሹት ፡ የመዓርግ ፡ ከብርና ፡
 ሃይማኖት ፡ የምትመሰገንም ፡ የምግባር ፡
 ልግድ ፡ ነው ። በዐዋቂዎች ፡ ዘንድ ፡ እውነ
 ተኛ ፡ መሆን ፡ ነባቢት ፡ ነፍሱ ፡ ትሩፋትን ፡
 ለግወቅ ፡ በመግር ፡ በበጎ ፡ ሥራም ፡ ፍጽምት ፡
 ለሆነችለት ፡ ሰው ፡ እንደሆነ ፡ እወቅ ። የቀጣን
 ኅይልና ፡ ፍትወትን ፡ ለአስገዛችለት ፡ ለመንፈስ
 ሥራ ፡ እንዲያገለግሉ ፡ ለአደረገቻቸው ፡ ሥጋ
 ጡያት ፡ ነገሮችንም ፡ ወደመሻት ፡ የሌላይቱን ፡
 መታወክ ፡ ከእነዚህ ፡ በእንዲቀ ፡ ፀጥ ፡ ለአደረ
 ገችላቸው ፡ ሰዎች ፡ እንደሆነ ፡ እወቅ ። ምስክር
 ከሚሆኑ ፡ ሰዎች ፡ ዘንድ ፡ የሚፈለገው ፡ የእው
 ነት ፡ ቃለ ፡ እንደሆነ ፡ እወቅ ። ይኸውም ፡ የእ
 ውነት ፡ ቃለ ፡ ያለው ፡ ቢሆን ፡ ነው ፡ እንጂ ፡
 በእእምሮና ፡ ለትሩፋት ፡ በመጸመድ ፡ ከተ
 ናቁ ፡ ነገሮችም ፡ በመራቅ ፡ ካልሆነ ፡ በቀር ፡
 የማይፈጸም ፡ ከሆነ ፡ የቃሉ ፡ እውነተኛነት ፡
 ለማይፈጸምለት ፡ ሰው ፡ የውሳኔው ፡ ሥርዓት
 ተገባ ።

፩ሺ፮፻ ሦስተኛው ፡ በሚገባ ፡ ስለመከልከል ፡ ሥራ
 ዎች ፡ ይናገራል ። ድስቅ ፡ ፲ ። የታመነ ፡ ካል
 ሆነ ፡ ምስክር ፡ እይሁን ። ጠስ ፡ ጽጌ ። ዘመኑ ፡
 ከጽ ፡ ዓመት ፡ ያላነሰ ፡ በመተዳደር ፡ ሥር ፡
 ያለ ፡ ወይም ፡ ደንቆሮ ፡ ወይም ፡ ዲዳ ፡ ወይም ፡
 ወፈሬ ፡ (የሚያብድ) ፡ ወይም ፡ ገንዘቡን ፡ የሚ
 በትን ፡ ወይም ፡ ድጋ ፡ ወይም ፡ ባሪያ ፡ ወይም ፡
 በዝመት ፡ ሥራ ፡ የፈረዱበት ፡ ወይም ፡ ከሚያ
 ዝዟቸውና ፡ ከሚቀጡዋቸው ፡ ወገን ፡ እነዚህም

አንቀጽ ፡ ግ።

ሰል ፡ ጻፍ ።

ሆሙ ፡ ለሥዮማን ፡ አው ፡ እምእለ ፡ ይበውእ ፡
ውስተ ፡ ዝንቱ ፡ ክፍለ ፡ በእት ፡ እምውሳኔያተ ፡
ጽድቅ ፡ ወዘይትዌስክ ፡ ላዕለ ፡ እሉ ፡ ከመ ፡ ይክ
ልእዎ ፡ እምከዋን ፡ ሰምዕ ፡ ለዘሰውቅ ፡ አበሳው ፡
ዘከመ ፡ ነሚእ ፡ ዕቅብት ፡ ወሰካር ፡ ወልሙድ ፡
ላዕለ ፡ ንኡሳን ፡ ከመ ፡ ዘሀበይት ፡ እልሐዝል ፡
ወእልሙታምር ፡ ወእበርጎል ፡ ወሕብረ ፡ ስራ ፡
ላዕለ ፡ ፍኖት ፡ ወዘይበልል ፡ ዘውስተ ፡ ምሥ
ያፍ ፡ ወዘይትሚስል ፡ በእርእያ ፡ ዘእኮነ ፡ እር
አያው ፡ ከመ ፡ ካህን ፡ ዘይትክቶም ፡ አው ፡ ዘይ
ሉብስ ፡ አልባስ ፡ ሐራ ።

፩ሺ፳፻፩ ፡ ሥርዋ፡ ፡ ወብሂሎክስ ፡ ወእኔዳይ ፡ ይኤምር ፡
ሳዘ ፡ ጽኑሰ ፡ ዘይሰእል ፡ ም፡ ምተ ፡ ወእከ ፡ በእ
ንተ ፡ እሉ ፡ እንደዩ ፡ ርእሶሙ ፡ ዘራታዶሙ ፡
እምንዋይ ፡ ንላራ ፡ ለርኪዘ ፡ ብዕል ፡ ዘይመ
ጸእ ።

፩ሺ፳፻፪ ፡ ራብዕ ፡ በእንተ ፡ ኅልቁ ፡ ሰማዕት ፡ እሉ ፡ ይክ
ውኑ ፡ ሰምዕ ፡ ወእመ ፡ ሐጸ ፡ ይኩኑ ፡ ቶተ ፡
አው ፡ ጀተ ፡ እሰመ ፡ በእራ ፡ ጀቱ ፡ ሰማዕት ፡
አው ፡ ቶቱ ፡ ይቀውም ፡ ሆሉ ፡ ነገር ፡ ዘከመ ፡
ይዘ ፡ እምላክ ፡ ዘይቱ ፡ ከዳናት ፡ ዘውኔቶሙ ፡
ኦሪት ፡ ወወንጌል ፡ ናሁ ፡ ይትጥቡ ፡ ወይራ
ድፍድ ፡ ኅልቁ ።

፩ሺ፳፻፫ ፡ ድስቅ ፡ ጌቱ ፡ ወእይትወከፉ ፡ ሰምዕ ፡ ስዱ ፡
ዘእንበለ ፡ ቶቱ ፡ ወእ ፡ ዘየሐ፡ ራ ፡ እምኔሶሙ ፡
ዘሰምዕ ፡ ኮንዎሙ ፡ ከመ ፡ ምግባሮሙ ፡ ሠናዶ ፡
እምእመ ፡ ንእሰሙ ፡ በስ ፡ ሸወጃቱ ፡ እያሥም
ርከሙ ፡ ቃለ ፡ ሐሰት ።

፩ሺ፳፻፬ ፡ ጠስ ፡ ዘጸወጁቱ ፡ ወይኩኑ ፡ እሉ ፡ ሰምዕ ፡ ይክ
ውኑ ፡ በጊዜ ፡ ልታሐ ፡ ዕዳ ፡ ጅተ ፡ ዘጸወጁ ፡
ወእሉ ፡ ይከውኑ ፡ ሰምዕ ፡ በ ፡ ሐራ ፡ ትእዛዝ ፡
ይኩኑ ፡ ጌተ ፡ አው ፡ ጅተ ።

፩ሺ፳፻፭ ፡ ኃምሰ ፡ በእንተ ፡ ሥርዓተ ፡ ዕድሜ ፡ ወእብ
ሐተ ፡ ጥያቄ ፡ ወእቅምተ ፡ ሰማዕት ፡ ጠስ ፡
ዘጸወጁ ፡ ይደሉ ፡ ከመ ፡ በኩሉ ፡ ዕለት ፡ ዘየሐ
ውሩ ፡ ቶቱ ፡ ምግብ ፡ ሐዋር ፡ ዘዕውቅ ፡ ወኑን ፡
ፍኖት ፡ ወዕለተ ፡ ተእምኖ ፡ ወዕለተ ፡ አብ ፡ ሐ ፡
ለዘይራቅድ ፡ ከመ ፡ ይቅም ፡ ሰማዕታተ ፡ ከመ ፡
ይሥራዕ ፡ ሎሙ ፡ ዘይራቅድም ፡ እምሰሳይ ።

እንደሹማምት ፡ ጭፍሮች ፡ ያሉ ፡ ናቸው ።
ወይም ፡ ከእውነት ፡ ውሳኔ ፡ ወይዘዘ ፡ የመው
ጣት ፡ ክፍል ፡ ከሚገቡት ፡ ወገን ፡ እይሁኑ ።
በነዚህም ፡ ላይ ፡ የሚጨመረው ፡ በደሉ ፡ የታ
ውቀውን ፡ ሰው ፡ ምስክር ፡ ከመሆን ፡ ይከለክ
ሉት ፡ ዘንድ ፡ ነው ። ይኸውም ፡ ዕቅብት ፡ እን
ደመያዝ ፡ እንደ ፡ ስካር ፡ እንደታላላቆች ፡ ሥራ
ዎች ፡ እድርጎ ፡ ዘጥቃቅን ፡ (በታናናጆቹ) ፡ በቅ
ልቦሽና ፡ በገበጣ ፡ በቁጣርና ፡ ከኩዳና ፡ ላይ ፡
በሰንጠረዥ ፡ እንደለመደ ፡ በገበያም ፡ እንደሚ
በላ ፡ መልኩ ፡ ባልሆነም ፡ መልክ ፡ እንደሚመ
ስል ፡ (እንደሚታይ) ፡ ያለ ፡ ነው ። ይኸውም ፡
እንደሚነቀስ ፡ ወይም ፡ የወታደር ፡ ልብስ ፡ እን
ደሚለብስ ፡ ካህን ፡ ያለ ፡ ነው ።

፩ሺ፳፻፮ ፡ ሥርዋጽ ፡ ድጎ ፡ እይመስከር ፡ ግሉቱ ፡ ግን ፡
ምጽዋትን ፡ ወደሚለምን ፡ ድጎ ፡ ያመለከታል ።
የሚመጣውን ፡ ብዕል ፡ ለማግኘት ፡ በራታዳ
ቸው ፡ ራሳቸውን ፡ ከጎላፊው ፡ ገንዘብ ፡ ሰሰለሰ
ቸገሩ ። ለዎች ፡ ግን ፡ እይደለም ።

፩ሺ፳፻፯ ፡ እራተኛው ፡ ምስክር ፡ ስለሚሆኑ ፡ ምስክሮች ፡
ቀጥር ፡ ይናገራል ። በያንስ ፡ ይ ፡ ወይም ፡ ጀ ፡
ይሁኑ ። ነገር ፡ ሁሉ ፡ በጀ ፡ ወይም ፡ በገ ፡ ምስ
ክር ፡ ይጸናልና ። ጌታ ፡ በጀቱ ፡ ሕገጋት ፡ እንደ
ተናገረ ። (ዘዳ ፡ ፲፱ ፡ ፲፭ ። ግቱ ፡ ፲፰ ፡ ፲፮ ።)
እነዚህም ፡ እራትና ፡ ወንጌል ፡ ናቸው ። እነሆ ፡
ይጠበቁ ። ቀጥርም ፡ ይብዛ ።

፩ሺ፳፻፰ ፡ ድስቅ ፡ ጌ ፡ ከጅና ፡ ከእነርሱ ፡ ከሚያንስ ፡
ከጀ) ፡ በቀር ፡ ስ ፡ ምስክር ፡ እይቀበሉ ፡ ከትንሽ
ነታቸው ፡ ጀምሮ ፡ ምግባራቸው ፡ ደግ ፡ እንደ
ሆነ ፡ ምስክር ፡ የሆኑላቸው ፡ ይሁኑ ። በስ ፡ ሸጃ ፡
የሐሰት ፡ ነገር ፡ ይሰ ፡ እያሰኛቸው ።

፩ሺ፳፻፱ ፡ ጠስ ፡ ጸጌ ፡ በብድር ፡ ዕዳ ፡ ጊዜ ፡ ምስክር ፡
የሚሆኑ ፡ ለዎች ፡ ጸ ፡ ይሁኑ ። ሃጅ ፡ ትእዛዝ ፡
በመጻፍ ፡ ጊዜ ፡ ምስክር ፡ የሚሆኑ ፡ ጌ ፡ ወይም ፡
ጸ ፡ ይሁኑ ።

፩ሺ፳፻፳ ፡ ጅኛው ፡ ስለቀጠሮው ፡ ሥርዓትና ፡ ስለ ፡ ግስ
ረጃው ፡ ግድረስ ፡ ምስክርም ፡ ስለመጥራት ፡
ይናገራል ። ጠስ ፡ ጸጅ ፡ ምስክር ፡ ይጠራ ፡
ዘንድ ፡ ለሚወድ ፡ ሰው ፡ በሚሄዱበት ፡ ሁሉ ፡
የታወቀ ፡ የመሄጃውን ፡ ልክና ፡ የመንገዱን ፡
ርዝመት ፡ የመተማመኛውን ፡ ቀንና ፡ የማድረ
ሻውን ፡ ቀን ፡ ከምግብም ፡ ወገን ፡ የሚሸትን ፡
ይወስንላቸው ፡ ዘንድ ፡ ይገባል ።

፩ሺ፳፻፮ ሳድስ ፡ በእንተ ፡ ዘኢትኩውን ፡ አማነ ፡ ስም
 ሥሙ ፡ ሎተኒ ፡ ወላዕሌው ፡ አይደሉ ፡ ስምዐ ፡
 ብእሲ ፡ ለርእሱ ፡ በቃለ ፡ ባሕቲቲ ፡ በዘመ ፡
 ይቤ ፡ እግዚእን ፡ እያሱስ ፡ ክርስቶስ ፡ ሎቲ ፡
 ስብሐት ፡ “እመስ ፡ ሰልሃ ፡ ስምዐ ፡ ኮንኩ ፡ ስር
 አሰሃ ፡ አኮን ፡ ጽድቀ ፡ ስምሶሃ” ፡ ወብሃሎቲ ፡
 በእንተ ፡ ከዊን ፡ ንጽሕ ፡ እንትሙስ ፡ ታጸድቲ ፡
 ርእሰከሙ ፡ ወእግዚእብሔር ፡ የአምር ፡ እልባ
 ቢክሙ ።

፩ሺ፳፻፯ ጠስ ፡ ጽወኒቲ ፡ ወአይደልዎ ፡ ለብእሲ ፡ ከመ ፡
 ይኩን ፡ ስምዐ ፡ ለእሊአው ፡ ወይትዐወቅ ፡ አይ
 ኩን ፡ ስምዐ ፡ ብእሲ ፡ ሰወልዱ ፡ ወኢ ፡ ለወ
 ልደ ፡ ወልዱ ፡ ወለአለ ፡ ይትጌስቁ ፡ አምታ
 ሕቀ ፡ እሱ ፡ አ ፡ ለእቡዑ ፡ ወኢ ፡ ለእሙ ፡ ወኢ
 ለአምኔወ ፡ ወአለ ፡ መልሶልቲቦሙ ፡ አለብእ
 ሲቲ ፡ ወኢ ፡ ለእኑዑ ፡ ወኢ ፡ ለእኑቲኒ ፡ ወኢ ፡
 ለገብሩ ፡ ወኢ ፡ ሰሱታፊሁኒ ፡ በዘሀለዎሙ ፡
 አምተሳትሮ ፡ ወኢ ፡ ለዘአጽሐራ ፡ ትእዛዘ ፡ በእ
 ንቲአው ፡ በእንበለ ፡ ለዘመምሮ ፡ ወኢቲ ፡ ብእሲ
 ዘያከውን ፡ ስምዐ ፡ ላዕሊው ፡ አው ፡ ኮን ፡ ዘስ
 ምዐ ፡ ይከውንዎ ፡ ሶሩያ፣ በዘመድ ፡ ምስለ ፡
 ስማሳት ፡ ዘከመ ፡ ፎቲ ፡ ወሉድ ፡ ወዘከመ ፡ ፎቲ ፡
 አምኒዎን ፡ ወይደሉ ፡ ስምሥሙ ፡ ላዕለ ፡ አለ ፡
 ዘከርን ፡ ለመንፈቆሙ ፡ ወለካልእኒሆሙ ።

፩ሺ፳፻፰ ጠስ ፡ ዘጽወኒቲ ፡ ወአይደሉን ፡ ስምዐ ፡ በእንተ ፡
 ጽሕፈ ፡ ትእዛዘ ፡ ዘውኢቲ ፡ ወራሲ ፡ ኪያሃ ፡
 ዘሀለወ ፡ ስሙ ፡ ለተዋርሶ ፡ በውስቲታ ፡ አው ፡
 ዘተእዘዘ ፡ ሎቲ ፡ ወአይደሉ ፡ ስምዐ ፡ ገብር ፡
 ለእግዚእ ፡ ዘእግዳዎ ፡ ወኢ ፡ ለወልደ ፡ ንግዚእ ፡

፩ሺ፳፻፱ ድስቅ ፡ ዘቅቲ ፡ በስ ፡ ዘጽወኒቲ ፡ ወአይደሉ ፡
 ይኩን ፡ ስምዐ ፡ ብእሲ ፡ በላዕለ ፡ ጸላኒቲ ፡ ወኢ ፡
 ላዕለ ፡ በዓለ ፡ ሶዳው ፡ ዘእንበለ ፡ ለእመ ፡ አቶ
 ደሙ ፡ ወመምሩ ፡ በስምዐ ፡ ዘእው ፡ ሎሙ ፡ ወላ
 ሶሊሆሙኒ ፡

፩ሺ፳፻፲ ጠስ ፡ ጽወኒቲ ፡ ወዘኒ ፡ ኮን ፡ ዐራቁ ፡ ማእከለ ፡
 ስብእ ፡ በጅዱ ፡ ግብር ፡ አምግብራት ፡ አይክ
 ውኖ ፡ ከመ ፡ ይኩን ፡ ስምዐ ፡ በውኢቲ ፡ ግብር ፡
 መዘሰምዐ ፡ ኮን ፡ ላዕለ ፡ ጅዱ ፡ ብእሲ ፡ በእንተ ፡
 አበላ ፡ አኮ ፡ ዘይደልዎ ፡ ለዘኩ ፡ ብእሲ ፡ ከመ ፡
 ይኩን ፡ ስምዐ ፡ ላዕለ ፡ ዘኮን ፡ ስምዐ ፡ በላዕሊው ፡
 ወዘሂ ፡ ያስተባእስ ፡ ወያስተሳልም ፡ በምንትኒ ፡

፩ሺ፳፻፺ ሰድስተኛው ፡ ምስክርነታቸው ፡ ስእርሱና ፡
 በእነርሱም ፡ ሳይ ፡ እውነት ፡ ስለማትሆን ፡
 ይናገራል ። የሰው ፡ ምስክርነት ፡ ለራሱ ፡
 በቃለ ፡ ብቻ ፡ እይገባም ። ምስጋና ፡ ይግባውና ፡
 ጌታችን ፡ አያሱስ ፡ ክርስቶስ ፡ እኔ ፡ ለራሴ ፡ ም
 ስክር ፡ ብሆን ፡ ምስክርነቱ ፡ እውነት ፡ እይሆ
 ንም ፡ እንዳለ ፡ (ዮሐ ፡ ፭ ፡ ፴፩) ። ስለንጽሕ
 ናም ፡ ሁናቱ ፡ እናንተስ ፡ ራሳችሁን ፡ ጸድቃን ፡
 ታደርጋላችሁ ። እግዚእብሔር ፡ ግን ፡ ልቡናች
 ሁን ፡ ያውቃል ፡ በማሰቱ ፡ ነው ።

፩ሺ፳፻፺ ጠስ ፡ ጽጌ ፡ ሰው ፡ ለወገኖቹ ፡ ምስክር ፡ ሊሆን
 እይገባውም ። ሰው ፡ ለልጁ ፡ ወይም ፡ ለልጅ ፡
 ልጁ ፡ ከእነዚህ ፡ በታችም ፡ ለሚቁጠሩት ፡ ለእ
 ባቲና ፡ ለእናቲ ፡ ወይም ፡ ለእያቲ ፡ ወይላይም ፡
 ለእሎት ፡ ለሚሰቱ ፡ ለወንድሙም ፡ ለእኅቲም ፡
 ወይም ፡ ለባሪያው ፡ ከሽርክነት ፡ ወገን ፡ ስላሳ
 ቸው ፡ ለሽሪኩም ፡ ወይም ፡ ስለእርሱ ፡ ትእዛዝ ፡
 ለጸፈለት ፡ ሰው ፡ ምስክር ፡ እንዳይሆን ፡ ይታ
 ወቃል ። ምስክር ፡ የሚሆኑበት ፡ ሰው ፡ ለሚወ
 ደው ፡ ካልሆነ ፡ በቀር ፡ ወይም ፡ ምስክር ፡ የሚ
 ሆኑለት ፡ ሰው ፡ ከምስክርች ፡ ጋር ፡ በዝምድና ፡
 የተካከለ ፡ ካልሆነ ፡ በቀር ፡ ይኸውም ፡ እንደ
 ሁለት ፡ ልጆችና ፡ እንደ ሁለት ፡ አያቶች ፡ ያሉ
 ናቸው ። በጠቀሰናቸው ፡ ላይ ፡ ለእኩሌቶቹና ፡
 ስሌሎቻቸውም ፡ ምስክርነታቸው ፡ ይገባል ።

፩ሺ፳፻፺፰ ጠስ ፡ ጽጌ ፡ ማዘዣ ፡ ስለመጻፍ ፡ ምስክር ፡
 እይሁን ። ይኸውም ፡ ለመውረስ ፡ ስሙ ፡ በው
 ስዛ ፡ ያለ ፡ እርሷን ፡ የሚወርስው ፡ ወይም ፡
 የታዘዘለት ፡ ሰው ፡ ነው ። የባሪያ ፡ ምስክርነት ፡
 ነፃ ፡ ለእውጣው ፡ ለጌታው ፡ ወይም ፡ ለጌታው ፡
 ልጅ ፡ እይገባም ።

፩ሺ፳፻፺፱ ድስቅ ፡ ፱ ፡ በስ ፡ ጽጌ ፡ አስቀድመው ፡ ስእነር
 ሱና ፡ በእነርሱ ፡ ሳይ ፡ በምስክርነቱ ፡ ካልተሰ
 ማሙ ፡ በቀር ፡ ሰው ፡ በጠላቱ ፡ ላይና ፡ በባሰዕ
 ዳው ፡ ላይ ፡ ምስክር ፡ ሊሆን ፡ እይገባም ።

፩ሺ፳፻፺፲ ጠስ ፡ ጽጌ ፡ ከሥራ ፡ በእንድ ፡ ሥራ ፡ በሰው ፡
 መካከል ፡ አስታራቁ ፡ የሆነ ፡ ሰው ፡ በዚህ ፡
 ሥራ ፡ ምስክር ፡ ሊሆን ፡ እይገባም ። በእንድ ፡
 ሰው ፡ ሳይ ፡ ስለበደል ፡ ምስክር ፡ የሆነ ፡ ሰው ፡
 ምስክር ፡ በሆነበት ፡ ሰው ፡ ላይ ፡ ምስክር ፡
 ይሆን ፡ ዘንድ ፡ ለዚያ ፡ ሰው ፡ የሚገባው ፡ እይ
 ደለም ። በማናቸውም ፡ ሥራ ፡ የሚያጠላና ፡

አንቀጽ ፡ ፵፫ ።

ሰለ ፡ ፳፻ ።

ግብር ፡ ኢያዳልዎ ፡ ከመ ፡ ይኩን ፡ ስምዐ ፡ በው
እቱ ፡ ግብር ። ወለነሱ ፡ ዘይደሉ ፡ ስምዐ ፡ ዘእ
ሁ ፡ ይክውን ፡ ስምዐ ፡ ርቱዐ ፡ በላዕለ ፡ ነፍሱ ፡
ይደሉ ፡ ስምዐ ፡ በላዕሌሁ ።

የሚያፋቅርም ፡ ሰው ፡ በዚህ ፡ ሥራ ፡ ምስክር ፡
ሊሆን ፡ አይገባውም ። ምስክርነቱ ፡ የሚገባ ፡
ሰው ፡ ሁሉ ፡ በራሱ ፡ ላይ ፡ ምስክርነቱ ፡ እው
ነት ፡ ይሆናል ። በራሱ ፡ ላይ ፡ ሊመስክር ፡ ይገ
ባል ።

፩ሺ፩፻፲፩ ረስጠብ ፡ ሃወጃቱ ፡ ወእይትወከፋ ፡ ስምዐ ፡
ዕልዋን ፡ ላዕለ ፡ ኤዲስቆጶስ ፡ ወእይትወከፋ ፡
ላዕሌሁ ፡ ስምዐ ፡ ፩ዱ ፡ ኤዲስቆጶስ ፡ እምኤዲስ
ቆጶስት ።

፩ሺ፩፻፲፩ ረስጠብ ፡ ሃጀ ። በኤዲስቆጶስ ፡ ላይ ፡ የወንጀ
ለኞችን ፡ ምስክርነት ፡ አይቀበሉ ። ከኤዲስቆጶስ
ላትም ፡ የአንድ ፡ ኤዲስቆጶስን ፡ ምስክርነት ፡
በእርሱ ፡ ላይ ፡ አይቀበሉ ።

፩ሺ፩፻፲፪ ጠስ ፡ ጽወጃቱ ፡ ወናሁ ፡ ተከልእ ፡ እምክዋን ፡
ስምዕ ፡ ዘስምዐ ፡ ኮነ ፡ በጽሑፈ ፡ ትእዛዝ ፡ ዘኢ
ይደሉ ፡ እስከ ፡ ያስተጻንዖ ፡ ወሐግኒ ፡ ኢይኤ
ዝዞ ፡ ከመ ፡ ይኩን ፡ ስምዐ ፡ ወእእምር ፡ ከመ ፡
እምዝንቱ ፡ ይትዐወቅ ፡ እስመ ፡ ከዋን ፡ ስምዕ ፡
ከመ ፡ እምነት ፡ እንተ ፡ ማገፀንት ፡ ይእቲ ፡ ለዘ
ስምዐ ፡ ይክውኑ ፡ ሎቱ ፡ በገሰ ፡ ሰማዕቱ ፡ መፍ
ትው ፡ የሀቦ ፡ ሎቱ ፡ ላዕሌሁ ፡ እመ ፡ ነሠሠ ፡
ኪያሁ ፡ ከመ ፡ ትኩኖ ፡ ለበቀዲት ፡ ወዘሂ ፡ ኢወ
ሀቦ ፡ ረሰዮ ፡ ብጡለ ፡ እምጸጋሁ ፡ ኢይደልዎ ፡
ገሂሠ ፡ ዓሰብ ፡ በእንቲአሃ ፡ ኢ ፡ በእንተ ፡ ዘእ
ንበራ ፡ ገቤሁ ፡ ወኢ ፡ በእንተ ፡ ነሂአታ ።

፩ሺ፩፻፲፪ ጠስ ፡ ጽጀ ። የማይገባ ፡ ትእዛዝን ፡ በመጻፍ ፡
ምስክር ፡ የሆነ ፡ ሰው ፡ እስኪያጸናው ፡ ድረስ ፡
ምስክር ፡ ከመሆን ፡ እነሆ ፡ ተከለከለ ። ሐግም ፡
ምስክር ፡ ይሆን ፡ ዘንድ ፡ እያዝዝለትም ። ከዚ
ህም ፡ የተነሣ ፡ እንዲታወቅ ፡ እወቅ ። ምስክር ፡
መሆን ፡ ምስክር ፡ ለሚሆኑት ፡ በምስክሩ ፡
ዘንድ ፡ እንደ ፡ አደራ ፡ መተማመን ፡ ናትና ።
ለጥቅም ፡ ትሆነው ፡ ዘንድ ፡ እርሱን ፡ በፈለ
ገው ፡ ጊዜ ፡ ያለበትን ፡ አደራ ፡ ለእርሱ ፡ ሊሰ
ጠው ፡ ይገባል ። ባይሰጠውም ፡ ክንዘቡ ፡
ባዶ ፡ አደረገው ። በእርሱ ፡ ዘንድ ፡ ስለአስቀመ
ጣት ፡ ስለአልወሰዳትም ፡ ስለእርሱዋ ፡ ዋጋ ፡
መፈለግ ፡ አይገባውም ።

፩ሺ፩፻፲፫ ላብዕ ፡ በእንተ ፡ ስምዐት ፡ እለ ፡ ኢይትእመ
ንዎሙ ። ጠስ ፡ ጽወጃቱ ፡ ስምዐት ፡ እለ ፡ ይከ
ውና ፡ እምብእሊ ፡ ገላፌ ፡ ፍኖት ፡ ወዘይመሰል ፡
ኪያሃ ፡ ኢይቀውም ፡ ምንትኒ ፡ እምነሃ ፡ ግሙራ ፡
ዘክመ ፡ ይብል ፡ እሐዱ ፡ እንሰ ፡ ህሎኩ ፡ ገበ ፡
እገሌ ፡ ውሰተ ፡ ግብር ፡ ወሰማዕኩ ፡ እገሌሃ ፡
እንዘ ፡ ይብል ፡ ከመ ፡ ውእቱ ፡ ነሥእ ፡ እምእ
ገሌ ፡ ከመዝ ፡ ወክመዝ ፡ እስመ ፡ ዛቲ ፡ ስምዕ ፡
ኢኮነት ፡ እምእእምር ፡ ወእኮነት ፡ ድሉተ ፡
ለተወክፎ ።

፩ሺ፩፻፲፫ ጌኛው ፡ ስለማያምኑባቸው ፡ ምስክርነቶች ፡
ይናገራል ። ጠስ ፡ ጽጌ ። ከመንገደኛ ፡ ሰውና ፡
እርሷን ፡ ከሚመሰል ፡ የሆኑ ፡ ምስክርነቶች ፡
ከእርሱዋ ፡ የተነሣ ፡ ፈጽሞ ፡ በማናቸውም ፡
አይጸናም ። እንዱ ፡ እንዲህ ፡ እንደሚል ፡ እኔ ፡
ክእገሌ ፡ ዘንድ ፡ በሥራ ፡ ላይ ፡ ነበርኩ ። እገሌን
ከእገሌ ፡ ዘንድ ፡ እርሱ ፡ እንደዚህና ፡ እንደዚህ ፡
እንደ ፡ ወሰደ ፡ ሲናገር ፡ ሰማሁ ። ይህች ፡ ምስክ
ርነት ፡ ከማወቅ ፡ አይደለችምና ፡ ለመቀበል ፡
የተገባች ፡ አይደለችም ።

፩ሺ፩፻፲፬ መጅ ፡ ጽ ፡ ወኢትቀውም ፡ ስምዕ ፡ በትጎይ
ልት ፡ ዘእንበለ ፡ እምድጎረ ፡ ይትዓወቁ ፡ ሰማ
ዕት ፡ ዘስምዐ ፡ ይክውኑ ፡ ቦቱ ፡ ወየሐትቱ ፡ በእ
ንቲአሁ ፡ ወይበጽሑ ፡ ገበ ፡ ጥያቄሁ ።

፩ሺ፩፻፲፬ መጅ ፡ ጽ ። ምስክርነት ፡ በነይል ፡ አትጸናም ።
ምስክር ፡ የሚሆኑበትን ፡ ነገር ፡ ምስክርነት ፡
ስለእርሱ ፡ መርምረው ፡ ቢያውቁ ፡ ነው ፡ እንጂ
ወደ ፡ እርግጡም ፡ ይድረሱ ።

፩ሺ፩፻፲፭ ሳምን ፡ በእንተ ፡ ተግሳሃ ፡ እምስምዐ ፡ ሐሰ
ት ፡ ወዘክመ ፡ ይረክቦ ፡ ዕዳ ፡ ለሰማዕተ ፡ ሐሰት ፡
በስምዕ ፡ ርቱዕ ፡ እምቁመተ ፡ ስምዐ ፡ ይቤ ፡
እግዚአብሔር ፡ ኢትኩን ፡ ስምዐ ፡ በሐሰት ።

፩ሺ፩፻፲፭ ስምንተኛው ፡ በሐሰት ፡ ከመመስከር ፡ ስለ
መራቅና ፡ በሐሰት ፡ የመስከረውን ፡ ከምስክርነቱ
አቅዋም ፡ የተነሣ ፡ በእውነተኛ ፡ ምስክር ፡ ዕዳ ፡
እንዲያገኘው ፡ ይናገራል ። እግዚአብሔር ፡
በሐሰት ፡ ምስክር ፡ አትሁን ፡ አለ ። (ዘዳ ፡ ፯፡፳)።

፩ሺ፩፻፲፮ ትሔ ፡ ሂወጃቱ ፡ በስ ፡ ጽወጃቱ ፡ ወእመቦ ፡
ዘስምዐ ፡ ኮነ ፡ ላዕለ ፡ እሐዱ ፡ በዘይወዐር ፡ እመ

፩ሺ፩፻፲፮ ትሄ ፡ ሂ፬ ። በስ ፡ ጽ፬ ። በአንዱ ፡ ሰው ፡ ላይ ፡
ከመዓርጉ ፡ በሚሻር ፡ ገንዘብ ፡ ወይም ፡ ለቅ

አንቀጽ ፡ ፵፫ ።

ዓርገሁ ፡ እው ፡ ይትረሰዩ ፡ ውስተ ፡ ሆነኔ ፡
ወእምዝ ፡ ተዐውቀ ፡ ስምዐ ፡ ሐሰቱ ፡ ይትኩ
ነን ፡ በሆነኔ ፡ ዘፈትሑ ፡ ቦቱ ፡ ላዕሰ ፡ ውእቱ ፡
ዘእሲ ፡ ዘኮነ ፡ ስምዐ ፡ በሐሰት ፡ በላዕሊሁ ።

፩ሺ፭፻፲፯ ታሰዕ ፡ በእንተ ፡ ግብር ፡ እንተ ፡ ታወፀለ ፡
እምክዋን ፡ ስምዕ ፡ ወዛቱ ፡ ይእቱ ፡ ፀእት ፡ እም
ትእዛዛት ፡ ድልዋት ፡ ወበእት ፡ ውስተ ፡ ግብ
ራት ፡ ካልእት ። ጠሰ ፡ ዘጽወኝቱ ፡ ወእይኩን ፡
ስምዐ ፡ ዘዘለፍዎ ፡ ከመ ፡ ውእቱ ፡ ነሥእ ፡ ንዋየ
ከመ ፡ ይኩን ፡ ስምዐ ፡ በሐሰት ፡ ወመፍትው ፡
ከመ ፡ ይኩን ፡ እስተጸንዖተ ፡ ስምዕ ፡ ለዘይከ
ውን ፡ ስምዐ ፡ ወፀእቱ ፡ እምእሃ ፡ ገሃዶ ።

፩ሺ፭፻፲፰ ዓሥር ፡ በእንተ ፡ ስምዕ ፡ በዲበ ፡ ስምዕ ።
እይደሉ ፡ ስምዕ ፡ ዲበ ፡ ስምዕ ፡ ዳእሙ ፡ ሶበ ፡
ይቤሎ ፡ ስምዕት ፡ ተዳማዊ ፡ ሰስማዕት ፡ ደኃ
ራዊ ፡ ስምዐ ፡ ኩን ፡ በላዕሰ ፡ ስምዕየ ፡ ወይእቱ ፡
ከመዝ ፡ ወከመዝ ፡ ወእምከመ ፡ ርእዮ ፡ ደኃ
ራዊ ፡ ወናው ፡ ስምዐ ፡ ኩን ፡ በገበ ፡ ፈታሒ ፡
በስምዐ ፡ ውተጠየቀ ፡ ኪያሃ ፡ ይከውን ፡ ስምዐ ፡
በላዕሊሃ ፡ ወለእመኒ ፡ እንደኃ ፡ ይኩን ፡ ስምዐ ።

፩ሺ፭፻፲፱ ወይደሉ ፡ እንከ ፡ ስምዕ ፡ በላዕሰ ፡ ስምዕ ፡
ሰእመ ፡ ኩን ፡ ስምዕት ፡ ተዳማዊ ፡ ዘደወየ ፡
እው ፡ ዘተምቅሐ ፡ እው ፡ ነገደ ፡ እው ፡ ሞተ ፡
ወእመስ ፡ እኩን ፡ ከማው ፡ እው ፡ ሰእመ ፡ ተዳ
ደቆ ፡ ዘይወፀለ ፡ እምክዋን ፡ ስምዕ ፡ እው ፡ ተበ
እስ ፡ ምሰለ ፡ ዘይከውን ፡ ስምዐ ፡ በላዕሊሁ ፡
ወፈድፋደሰ ፡ በዘይከልእ ፡ እምውእቱ ፡ ስምዕ ፡
እይከውን ፡ እማን ፡ ወይትመሰሉ ፡ ዘኩልቄ ፡
ሰማዕታት ፡ በስምዕ ፡ ዲበ ፡ ስምዕ ፡ እምድገሪ ፡
ኩን ፡ ስምዐ ፡ ፆቱ ፡ እው ፡ ፆቱ ።

፩ሺ፭፻፳ ምዕራፍ ፡ ፲፱፻፳፭ ፡ በእንተ ፡ ፍትሕ ፡ ዘድልው
ለሰማዕት ፡ ወይእቱ ፡ ጅቱ ፡ እከፋል ። ተዳ
ማሃ ፡ በእንተ ፡ ስምዕ ፡ ላዕሰ ፡ ኃግውእ ።
ድሰቅ ፡ ጅቱ ፡ አያእመንም ፡ ለሆሉ ፡ ሰብእ
በከዋን ፡ ስምዕ ፡ እሰመ ፡ ብዙንን ፡ እምሰብእ ፡
እለ ያስተዋደዩ ፡ በሐሰት ፡ ተኒእሙ ፡ በእከዩ
ላዕሰ እኃዋዎሙ ከመ ፡ ፆቱ ፡ ርበናት ፡ እለ
ኩን ፡ ስምዐ ፡ ላዕሰ ፡ ሶስና ፡ በባቢሎን ። ወእን
ተኒ ፡ እ ፡ ኤጲስቆጶስ ፡ ኩን ፡ ነዋህ ፡ መንረሰ ፡

ሰለ ፡ ጻኛ ።

ጣት ፡ ይዘጋጅ ፡ (ይሰጥ) ፡ ዘንድ ፡ ምስክር ፡
የሆነ ፡ ሰው ፡ ቢኖር ፡ ከዚህም ፡ በኋላ ፡ ምስክር
ነቱ ፡ ቢታወቅ ፡ በሐሰት ፡ ምስክር ፡ በሆነበት ፡
ሰው ፡ ላይ ፡ በፈረዱት ፡ ቅጣት ፡ ይቀጣ ። (ዘዳ ፡
፲፱ ፡ ፲፭ - ፳) ።

፩ሺ፭፻፲፯ ዘጠኝኛው ፡ ምስክር ፡ ከመሆን ፡ ስለም
ታወጣ ፡ ሥራ ፡ ይናገራል ። ይዘቸም ፡ ከሚ
ገቡ ፡ ትእዛዛት ፡ ወጥቶ ፡ ወደሌሎች ፡ ሥራዎች
መግባት ፡ ነው ። ጠሰ ፡ ፳፯ ። በሐሰት ፡ ሊመሰ
ክር ፡ ገንዘብ ፡ እንደተቀበለ ፡ ተገኝቶ ፡ የቀጡት
ሰው ፡ ምስክር ፡ እይሁን ፡ ምስክር ፡ ለሚሆነው
ሰው ፡ ምስክርነቱን ፡ ማስጠናት ፡ ይሆን ፡ ዘንድ
የሚገባ ፡ ነው ። ከእርሷም ፡ መውጣቱ ፡ ግልጽ ፡
ይሁን ።

፩ሺ፭፻፲፰ ፲ኛው ፡ በምስክር ፡ ላይ ፡ ስለምስክር ፡ ይናገ
ራል ። በምስክር ፡ ላይ ፡ ምስክር ፡ እይገባም ።
የፈተኛው ፡ ምስክር ፡ የኋለኛውን ፡ ምስክር ፡
በምስክርነቱ ፡ ላይ ፡ መስክር ፡ ቢሰው ፡ ነው ፡
እንጂ ። ይህችም ፡ እንዲህና ፡ እንዲህ ፡ ናት ።
ኋለኛው ፡ ከተመለከተው ፡ በዳኛም ፡ ዘንድ ፡
በምስክርነቱ ፡ ላይ ፡ እነሆ ፡ ምስክር ፡ ከሆነ ፡
እርሷንም ፡ ከተረዳ ፡ በእርሱዋ ፡ ላይ ፡ ምስክር ፡
ይሆናል ። ባይተወውም ፡ ምስክር ፡ ይሁን ።

፩ሺ፭፻፲፱ መጀመሪያው ፡ ምስክር ፡ የታመመ ፡ ወይም ፡
የታሰረ ፡ ወይም ፡ እፋቅ ፡ እገር ፡ የሃደ ፡ ወይም ፡
የሞተ ፡ ቢሆን ፡ እንግዲህ ፡ በምስክር ፡ ላይ ፡
ምስክር ፡ ይገባል ። እንዲህ ፡ ባይሆን ፡ ግን ፡
ከምስክርነት ፡ የሚያወጣው ፡ ነገር ፡ ድንገት ፡
ቢያገኘው ፡ ወይም ፡ በእርሱ ፡ ላይ ፡ ምስክር ፡
ከሚሆንበት ፡ ሰው ፡ ጋራ ፡ ይልቁንም ፡ ከዚህ ፡
ምስክርነት ፡ በሚከለክለው ፡ ነገር ፡ ቢጣላ ፡
ምስክርነቱ ፡ እውነተኛ ፡ እይሆንም ። ፪ ፡ ወይ
ም ፡ ፫ ፡ ምስክር ፡ ከሆኑ ፡ በኋላ ፡ በምስክር ፡
ላይ ፡ ምስክር ፡ በምስክርነት ፡ ቀጥር ፡ ይተኩ ።

፩ሺ፭፻፳ ምዕራፍ ፡ ፲፱ ፡ ለምስክርነት ፡ ስለሚገባው ፡
ፍርድ ፡ ይናገራል ። ይዘቸም ፡ ስምንት ፡ ክፍል ፡
ናት ። መጀመሪያዋ ፡ በኃጢአቶች ፡ ላይ ፡ ስለመ
መስክር ፡ ነው ። ድሰቅ ፡ ሰውን ፡ ሁሉ ፡ ምስክር
በመሆን ፡ እይመኑት ። በወንድሞቻቸው ፡ ላይ ፡
በተንኩል ፡ ቀንተው ፡ በሐሰት ፡ ነገር ፡ የሚ
ሠሩ ፡ ከሰዎች ፡ ወገን ፡ ብዙዎች ፡ ናቸውና ።
ሁሉቱ ፡ ርበናት ፡ በባቢሎን ፡ በሶስና ፡ ላይ ፡
ምስክር ፡ እንደሆነባት ። ኤጲስቆጶስ ፡ ወይ ፡

አንቀጽ : ፵፫ :

ሰለ : ጻኛ :

በዛቲ : ምግባራት : ከመ : ብአሴ : አግዚእብ
ሔር : ወኢታሰትት : በተወከፎ : በምዑ : ለዘከ
መዝ : ውኦቲ : ወኢታጎጉሎ : ለዘኢአበዕ :
ወኢታቅትሎ : ለጸድቅ :

አንተም : የእግዚእብሔር : ሰው : አንደመሆ
ንህ : በዚህች : ሥራ : ልበ : ሰራ : ሁን : አንደ
ዚህ : ያለውን : ምስክርነት : መቀበልን : አታ
ቃልል : ያልበደለውን : አታጥፋው : ጸድቁ
ንም : አታሰገድሰው :

፩ሺ፭፻፳፩ ጻግም : በአንተ : ዘይደሉ : ብጽሐቶሙ :
ለአብጽሐተ : በምዕ : ጠበ : ጽወኔቱ : እሰ : ይከ
ውኑ : በምዑ : በእንተ : መጸሕፍተ : ዕዳ : ል
ቃሕ : ይደልዎሙ : ይበሉ : ከመ : አሙንቱ :
ነበሩ : አመ : ተመጥዎተ : ንዋይ : ወከመ : ተአ
ምኖቱ : ኮነት : በሀልዎቶሙ : በከመ : ይደሉ :
በውስተ : ሕግ : ወከመ : እሙንቱ : ሰዛቲ : ግብ
ር : ባሕቲታ : ተጸውዑ : ወበጊዜ : ዐጸባ : ወተ
ንሕልዎ : ከመ : ይብጽሑ : ሰማዕት : ለሊሆሙ
ወአኮ : ቃለ : በምዎሙ : ባሕቲታ : አበመ : ንበ
ሰምዎሙ : አለ : ይከውኑ : ሰምዑ : ያፀምዑ :
ወአኮ : ንበ : ሀልዎቶሙ : አበመ : ሰምዑ : ሰብ
አሲ : ያግግሥ : እምኔሁ : ሐሚተ :

፩ሺ፭፻፳፩ ጀኛው : ምስክርነትን : ለማድረስ : መድረስ :
በሰሚገባቸው : ይናገራል : ጠበ : ጽፏ : ሰለብ
ድር : ዕዳ : ደብዳቤ : ምስክር : የሚሆኑ : ሰዎች
ገንዘብ : በመቀበል : ጊዜ : እነርሱ : እንደነበሩ :
በሕግ : እንደሚገባው : አምነቱ : እነርሱ : ባሉ
በት : እንደሆነች : እነርሱም : ለዚች : ሥራ : ብቻ :
አንደ : ተጠሩ : ሊናገሩ : ይገባቸዋል : በጭን
ቅና : በተንኩል : ጊዜ : ምስክሮች : ራሳቸው :
ይደርሱ : ዘንድ : ይገባል : የምስክርነት : ቃላ
ቸው : ብቻ : አይደለም : በሚኖሩበት : ቦታ :
ያይደሉ : በምስክርነታቸው : ዘንድ : ምስክር :
የሚሆኑትን : ያጻምጣሉና : የሰው : ምስክር
ነቱ : ሐሚትን : ከራሱ : ያርቃልና :

፩ሺ፭፻፳፪ ግልበ : በእንተ : ኢተሰናእዎቶሙ : ጠበ :
ጽወኔቱ : ወእምከመ : ኢንብረ : ቃለ : በማ
ዕታት : በበይናቲሆሙ : አው : ተጋዐዘ : ፩ዱ :
ምስለ : ፩ዱ : እምሰማዕታት : አው : ኮነ : በም
ዎሙ : በሐሰት : ይደልዎ : ለራታሒ : ከመ : ይት
ወከፎሙ : ሰእለ : እሙን : ቃሎሙ : አምውስ
ቲቶሙ : ወይቅሥፎሙ : በሐሳውያን : ለእመ :
ተሀውቀ : ከመ : አሙንቱ : ልሙዳን : ለአሕ
ሥም : ግብር : ወለእመ : ኮነ : መብገዣቶሙ :
ለሰማዕት : በ፩ዱ : ቃል : ወዘ : አሰ : ተራልጡ :
አምኒሆሙ : እያዕምዑ : ንበ : መብገዣቶሙ :
ዘእንበዕ : ንበ : ዘይሰነአወ : ወዘአኮነ : አም
ኒሆሙ : በተጻልእ : አው : በተፋቅሮ : ወበ
ምዑ : ይኩኑ : ሎቲ : ራታሒ : ወእለ : ሀለወ :
አበመ : አመፍትው : ከመ : ይአመንዎሙ :
ለሰማዕት : በአንተ : ብዙኖሙ : አሳ : በአንተ :
ሃይማኖት : ወጽድቀ : ቃል :

፩ሺ፭፻፳፪ ፫ኛው : ሰለ : አለመስማማታቸው : ይና
ገራል : ጠበ : ጽፏ : የምስክሮች : ቃል : አርሰ
በርሳቸው : ባይተባበር : ወይም : ከምስክሮች :
እንዱ : ከእንዱ : ጋር : ቢከራከር : (ቢለያዩ) :
ወይም : ምስክርነታቸው : በሐሰት : ቢሆን :
ለጻኛ : ከአነርሱ : ውስጥ : ቃላቸው : የታመነ
ውን : ሊቀበላቸው : ሐሰተኞችንም : እነርሱ :
ሥራን : ለማጥፋት : ለማደኛች : እንደሆኑ :
ከታወቀ : ሊገርፋቸው : ይገባዋል : ከምስክሮ
ች : አብዛኛው : በአንድ : ቃል : ቢሆን : ከአ
ነርሱም : የተለዩ : ቢኖሩ : ወደ : ብዙዎቹ :
አያጻምጡ : ወደሚሰማሙትና : በጥል : ወደእ
ልሆነው : በፍቅርም : ወደሆነው : እንጂ : ጻኛ
ውና : ከዚያ : ያሉት : ምስክር : ይሁኑለት :
ምስክሮችን : ስለብዛታቸው : ሊያምኗቸው :
አግባብ : አይደለምና : በለሃይማኖትና : በለ
ቃል : እውነተኛነት : ነው : አንጂ :

፩ሺ፭፻፳፫ ወይደሉ : ከመ : ይትሐተት : ግብሮሙ :
ለኩሉ : በማዕት : ለእመኔ : ክቡር : ውኦቲ :
ዘአልቡቲ : ነውር : አው : ኅሰር : ውኦቲ : ዘኖ
ሐምዶዎ : አው : ባዕል : አው : ጽኑዕ : ዘይት
ሔዘብዎ : በምንትኒ : አምተዓድዎ : በኅሚህ :
ረባኅ : ለእመኔ : ዓርኩ : ውኦቲ : ለመስተዓርር :
አው : ሀሩ : ውኦቲ : ለዘይሃረሮ : ወእምከመ :
ድንን : በሐራሪቲ : አምነውር : ይደሉ : ሰምዑ :

፩ሺ፭፻፳፫ ነውር : የሌለበት : ክቡር : ቢሆንም : ወይም
የሚታማ : ወራዳ : ወይም : ባለጸጋ : ወይም :
ጥቅምን : በመፈለግ : ከመደፋፈር : በማናቸው
ም : የሚጠረጥሩት : ድጋም : ቢሆን : ለከባሽ :
ወዳጅ : ወይም : ለተከባሽ : ጠላቱ : ቢሆን :
የምስክሮች : ሁሉ : ግብራቸው : ሊመረመር :
ይገባል : በአካሄዱም : ከነውር : ቢድን : ምስክ
ርነቱ : ይገባል : ምስክሮች : አንድ : ግብር :

አንቀጽ ፡ ፵፫ ።

ሰለ ፡ ፳፻ ።

ወለደርእዬ ፡ ፊታሐ ፡ ለእመ ፡ ኮነ ፡ ሰማዕት ፡
ይዘክፍ ፡ ፩ደ ፡ ግብረ ፡ ያውሥእ ፡ በእንተ ፡
ዘይሴአሉ ፡ በእንተአሁ ፡ በዘይብቀኑዕ ፡ ወእዬ ፡
ይእቲ ፡ እማሬ ፡ ፍኖት ፡ እንተ ፡ ኢይትዋከፍ፡ዋ።

፩ሺ፩፻፳፱ ፡ ራብዕ ፡ በእንተ ፡ እለ ፡ ይትጎረዩ ፡ ወእለሂ ፡
የኅርዖዎሙ ። ጠሰ ፡ ፳ወኋቱ ፡ ወለሕፃናተ ፡
እእምሮ ፡ እምእለ ፡ ይከውኑ ፡ ሰምዐ ፡ ይፍትን
ዎሙ ፡ ለእመ ፡ ይፈቅድዎሙ ፡ ወእመኔ ፡
ኮነ ፡ ዘይደሉ ፡ ሰምዐ ፡ ዘእሁ ፡ ለዘእሁለወ ፡
ኢይትወከፍ ፡ ሰምዖ ፡ ዘእንበለ ፡ ያመክርዎ ።

፩ሺ፩፻፳፭ ፡ መጅ ፡ ፳ ፡ ኢታንጽሕዎ ፡ ለዘእይደሉ ፡
እንጽሑቱ ፡ ወናሁ ፡ ተጽሕፈ ፡ ዘይዘ ፡ እሌ ፡
ሎቱ ፡ ለዘያንጽሑ ፡ ለእኩይ ፡ በነሂእ ፡ ሕልዮን ፡
ወይመይጣ ፡ ለፍትሐ ፡ ጽድቅ ፡ እምነይይ ፡
ወይከልእ ፡ ዘይደልዎ ።

፩ሺ፩፻፳፮ ፡ ሰምዐ ፡ ጠሰ ፡ ፳ወኋቱ ፡ ዘይመጽእ ፡ ሰማ
ዕተ ፡ እምእለእቱ ፡ እይከውኖ ፡ ሎቱ ፡ ሰበ ፡
ይበጽሑ ፡ ሙሰተ ፡ ካልእታ ፡ ወሰምዐ ፡ ኮነ ፡
ላዕሌሁ ፡ ከመ ፡ ይትከላእ ፡ እምከዋን ፡ ሰም
ዖሙ ፡ ወከመ ፡ ይትመክነይ ፡ ከመ ፡ እሙንቱ ፡
ጸላእቱ ። መዘይመሰሎ ፡ ለዝንቱ ፡ ዘእንበለ ፡
ዳእሙ ፡ ለእመ ፡ ተወውቀ ፡ ከመ ፡ በክልኢዮን ፡
ጊዜያት ፡ ናሁ ፡ ኮነት ፡ ማእከሌሁ ፡ ወማእከሌ
ሆሙ ፡ ተዋርሮ ፡ ዘይትዋከፍ ፡ ወትሬሰዮሙ ፡
ንቀፋን ፡ ለእለ ፡ ሰምዐ ፡ ኮነ ፡ እው ፡ ለእመ ፡
ተክህሎ ፡ ከመ ፡ ያጠይቅ ፡ እምእእ ፡ ሰማዕተ ፡
ከመ ፡ ንገሮሙ ፡ ሐሰት ፡ ውእቱ ።

፩ሺ፩፻፳፯ ፡ ሳድሰ ፡ እመዐ ፡ ዘእምጽእ ፡ ሰማዕተ ፡ ቺተ ፡
ጊዜያተ ፡ ወእያምጽእ ፡ ካልእኒዮሙ ፡ እምድ
ነረ ፡ ተወውቀ ፡ ሐሰቶሙ ፡ በቅድሚሁ ፡ ወንዋ፡
ይከውን ፡ እምቅድሙ ፡ ተናግሮቶሙ ፡ ከመ ፡
ያብጽሕ ፡ ከተ ፡ ሰማዕተ ።

፩ሺ፩፻፳፰ ፡ ሳብዕ ፡ ወለኮሉ ፡ ሰካዬ ፡ ይደልዎ ፡ ከመ ፡
ያሰተሐምም ፡ በዋያቱ ፡ ከመ ፡ ንዋዩ ፡ ሎቱ ፡
ኢተንሥእ ፡ በጽድቅ ፡ ወከመ ፡ ንዋዩ ፡ እኮነ ፡
ሰዕድወ ፡ እሳ ፡ ውእቱሰ ፡ ለካልኢኒዮሙ ፡ ወዘ
እንተ ፡ ዝንቱ ፡ ይደሉ ፡ ከመ ፡ ይንበር ፡ ንዋዩ ፡
ለዘሀሎ ፡ ሙሰተ ፡ እደሁ ፡ ወእይከውኖ ፡ ለመ
ነሂ ፡ ከመ ፡ ያብጽሕ ፡ ሰማዕተ ፡ ከመ ፡ ዘሰከ
ይዎ ፡ ኮነ ፡ ውእቱ ፡ ዘእሁ ።

፩ሺ፩፻፳፱ ፡ ሳምን ፡ በእንተ ፡ ገበእ ፡ እምከዋን ፡ ሰምዕ ፡
ለእመ ፡ ገብእ ፡ ሰማዕት ፡ እምሰምዖሙ ፡ በቅ

ይጠቅሱ ፡ እንደሆነ ፡ በሚጠቅም ፡ ገንዘብ ፡ ሰለ
እርሱ ፡ ሰለጠየቋቸው ፡ ነገር ፡ ይመልሱም ፡ እን
ደሆነ ፡ የማይቀበሏትም ፡ የነገር ፡ ምልክት ፡
ምን ፡ እንደሆነች ፡ ዳኛው ፡ ይጠብቅ ።

፩ሺ፩፻፳፱ ፡ ፱ኛው ፡ ሰለሚመረጡትና ፡ ሰለሚመርጧ
ቸው ፡ ይናገራል ። ጠሰ ፡ ፳ኛ ፡ ምስክር ፡ ከሚ
ሆኑት ፡ ወገን ፡ ሕፃናተ ፡ እእምሮን ፡ ከፈለገ
ቸው ፡ ይፈትኗቸው ። ያልነበረው ፡ ሰው ፡ ምስክ
ርነቱ ፡ የሚገባ ፡ ቢሆንም ፡ ሳይፈትኑት ፡ ምስክ
ርነቱን ፡ እይቀበሉት ።

፩ሺ፩፻፳፭ ፡ መጅ ፡ ፳ ፡ ሊያንጹት ፡ የማይገባውን ፡ አታ
ንጹት ። መማለጃ ፡ (ጉቦ) ፡ በመቀበል ፡ ክፉ ፡
የሆነውን ፡ ለሚያንጸው ፡ የእውነት ፡ ፍርድንም
ክድኃው ፡ ለሚመልሳትና ፡ የሚገባውን ፡ ለማ
ክለከለው ፡ ወዮለት ፡ የሚል ፡ እነሆ ፡ ተጽፏል ።
(ኢሳ ፡ ፳ ፡ ፪ - ፫) ።

፩ሺ፩፻፳፮ ፡ ፳ኛ ፡ ጠሰ ፡ ፳ኛ ፡ ከጠላቶቹ ፡ ወገን ፡ ምስክ
ር ፡ ያመጣ ፡ ሰው ፡ ወይሌላዎም ፡ ነገር ፡ ደርሰው
በእርሱ ፡ ላይ ፡ ምስክር ፡ ቢሆኑ ፡ ከምስክርነታ
ቸው ፡ ሁኔታ ፡ ይከለከል ፡ ዘንድ ፡ እነርሱም ፡
ጠላቶቹ ፡ እንደሆኑና ፡ ይዘንም ፡ በመሰለው ፡
ያመካኝ ፡ ዘንድ ፡ እይገባውም ። በሁሉቱ ፡ ጊዜ
ያቶች ፡ በእርሱና ፡ በእነርሱ ፡ መካከል ፡ ምስክር
የሆኑትን ፡ ሰዎች ፡ የተነቀፉ ፡ የምታደርጋቸው ፡
የሚያውቋት ፡ ጥል ፡ እንዳለች ፡ ቢታወቅ ፡
ወይም ፡ ነገራቸው ፡ ሐሰት ፡ እንደሆነ ፡ ምስክ
ሮችን ፡ እምጥቶ ፡ ሊያሰረዳ ፡ ቢቻለው ፡ ነው ፡
እንጂ ።

፩ሺ፩፻፳፯ ፡ ሰድሰተኛ ፡ ሦስት ፡ ጊዜ ፡ ምስክሮችን ፡
ያመጣ ፡ ሰው ፡ ቢኖር ፡ ሐሰተኛነታቸው ፡
በፊቱ ፡ ከታወቀ ፡ በኋላ ፡ ሌሎቹን ፡ ባያመጣ ፡
እነርሱ ፡ ከመናገራቸው ፡ እስቀድሞ ፡ እራት ፡
ምስክሮች ፡ ሊያቀርብ ፡ እነሆ ፡ ይገባዋል ።

፩ሺ፩፻፳፰ ፡ ሰባተኛ ፡ ከሳሽ ፡ ለሆነ ፡ ሰው ፡ ሁሉ ፡ ገን
ዘቡ ፡ በእውነት ፡ እንዳልሂደበት ፡ ገንዘብም ፡
ለባላጋራው ፡ እንዳልሆነ ፡ በማረጋገጥ ፡ ሊተጋ፡
ይገባዋል ። ነገር ፡ ግን ፡ ይዘ ፡ ለሌሎቻቸው ፡
ነው ። ሰለዚህ ፡ ገንዘብ ፡ በእጁ ፡ ላለ ፡ ሰው ፡
ሊኖር ፡ ይገባል ። ለማንም ፡ ሰው ፡ የከሰሱበት ፡
ገንዘብ ፡ የእርሱ ፡ እንደሆነ ፡ ምስክር ፡ ሊያቀር
ብ ፡ እይገባውም ።

፩ሺ፩፻፳፱ ፡ ሰምንተኛ ፡ ምስክር ፡ ከመሆን ፡ ሰለመመ
ለሰ ፡ ይናገራል ። ምስክሮች ፡ ከፍርድ ፡ አሰቀድ

አንቀጽ : ፵፬ ።

ሰፊ : ነገሥታት ።

ድመ : ፈታሐ : እምቅድመ : ፍትሕ : ያብራሶ : ፍትሕ : ወለአመ : ኅብአ : እምድንሬሀ : አይሆር : ፍትሕ : ወይያልዎመ : ሶዳ : በሶሪና : ለዘአጥፍአዎ : በስምዎመ ። ወለአመ : ኅብአ : ሕዳ : እምኒሆመ : ያይልዎ : መንፈቀ : ሶዳ : ወለአመ : ኮኑ : ቺተ : አው : ዘይብዝን : ወገብአ : ተውሳክ : ላሰለ : ቺተ : ወአይያልዎመ : ሶዳ : በምንትኒ : እስመ : አጠፍአ : ምንትኒ : እምንዋይ : በግብአተ : ዘአሆመ ። ወለአመኒ : ተመይጡ : ቺተ : አው : ዘይብዝን : እስከ : አይተርፍ : ዘእንበለ : ሕዳ : ያይልዎመ : ለአለ : ኅብአ : ሶዳ : መንፈቀ : ንዋይ : እስመ : ውአተ : መጠኑ : ለዘአጥፍአዎ ።

መው : በዳኛው : ፊት : ከምስክርነታቸው : ቢመለሱ : ፍርድ : ያቀራል ። ከተፈረደ : በኋላ : ቢመለሱ : ግን : ፍርድ : አይሻርም ። በምስክርነታቸው : ላጠፉት : በትክክል : ሶዳ : ያገባቸዋል ። ከእነርሱም : አንዱ : ቢመለስ : የሶዳ : እኩሌታ : ያገባዋል ። ቺ : ወይም : የሚበዙ : ቢሆኑ : ጭማሪ : በአንዱ : ላይ : ተመለሰ ። ሶዳም : በምንም : አይገባቸውም ። በእነርሱ : መመለስ : ከገንዘቡ : ምንም : አልጠፋምና : ሁለቱ : ወይም : የሚበዙት : አንድ : እስከማይቀር : ድረስ : ቢመለሱ : ለተመለሱት : ሰዎች : የገንዘቡ : እኩሌታ : ሶዳ : ያገባቸዋል ። ላጠፉት : ገንዘብ : ልኩ : ያህ : ነውና ።

አንቀጽ : ፵፬፻፲፮ ።

በአንተ : ነገሥት ።

አንቀጽ : ፵፬ ።

ሰለ : ነገሥት : ይናገራል ።

፳፻፲፱ ወውአቱ : ሩቱ : ምዕራፍ ። ምዕራፍ : ቀዳማዊ : ትሔ : ወይኩን : ንጉሥ : ዘትወይሞ : እምአኅዌክ : ወአይደሉ : ከመ : ትሣም : ላዕሌክ : ብአሌ : ነኪረ : ዘኢማአምን : ከመ : ኢያብዝን : አፍራሰ : ወኢ : አንሰተ : ወኢ : ወርቀ : ወኢ : ብሩረ ።

፳፻፲፱ እርሱም : ሩ : ምዕራፍ : ነው : ሕኛ : ምዕራፍ : ትሄ ። የምትሾመው : ንጉሥ : ከወንድሞችህ : ወገን : ያሁን ። ያላመነ : ባሰድ : ሰውን : በላይ : ልትሾም : አይገባም ። ፈረሶችን : ሴቶችንም : ወርቅና : ብርንም : አንዳያበዛ ።

፳፻፲፳ ወአመ : ያኅብር : ዲበ : መንበረ : መንግሥቱ : ያጽሐፉ : መጽሐፈ : እምላካዌ : እምካህናት : ከመ : የሀሉ : ኅብሁ : ያንብብ : ኪያሁ : በኑሃ : መዋሰሁ : ከመ : ያትመሀር : ፈረሀ : እግዚአብሔር : ፈጣሪው : ወይሰቀብ : ትአዛዛቲሁ : ወይግበር : ኪያሃ : ከመ : አይትወበይ : ልቡ : ላዕለ : አንዋሁ : ወአይትገንገሥ : እምሥርዓተ : ሕግ : ኢ : ለየማን : ወኢ : ለፀጋም : ከመ : ትኑሃ : መዋሰሁ : በውሰተ : ንግሡ : ሎተኒ : ወለደቲቲ : ወይኩን : አሚኖቲ : ፍጹመ : በእግዚአብሔር ።

፳፻፲፳ በመንግሥቱ : ዙፋን : በተቀመጠ : ጊዜ : ከካህናት : ወገን : እምላካዌ : መጽሐፍን : ያጸፉለት ። ከእርሱ : ጋራ : ይኖር : ዘንድ : ባለ : ዘመኑ : ሁሉ : እርሱን : ያንብብ ። ፈጣሪውን : እግዚአብሔርን : መፍራትን : ይማር : ዘንድ ። ሕጉንም : ያጠብቅ : ዘንድ ። እርሱንም : ያሥራ ። ልቡ : በወንድሞቹ : ላይ : አንዳይታበይ ። ከሕግ : ሥርዓትም : ወደቀኝ : ወይም : ወደግራ : ፈቀቅ : አይበል ። ለእርሱና : ለልጆቹ : ዘመኑ : በመንግሥቱ : ያረዝም : ዘንድ ። (ዘዳ : ፲፯ : ፲፭ - ፳) ። በእግዚአብሔርም : ማመኑ ፍጹም : ያሁን ።

፳፻፲፳፱ ዕብ : ፱ : “በተአምኖ : ወድቀ : አረፋቲሃ : ለአያሪኮ : አመ : ያድዋ : ያቲቀ : አሰራኤል : ለኩሀ : ሰለተ : ወበተአምኖ : ገዴምን : ወባርቅ : ወሶምሶን : ወዮፍታሔ : ወዳዊት : ሞሁ : ነገሥተ : ወገብሩ : ጽድቀ : ወረከዘቡ : ዘተሰፈዉ : ወኮኑ : መዋሰያን : በውሰተ : ጽብእ : ወሞሁ : ተዓይን : ፀር” ።

፳፻፲፳፱ ዕብ : ፱ : የአሰራኤል : ልጆች : በሃይማኖት : ጌ : ቀን : በዘሩዋት : ጊዜ : የአያሪኮ : ቅጽር : ተናይ ። ገዴምንና : ሰርቅ : ሶምሶንና : ዮፍታሔም : ዳዊትም : በሃይማኖት : ነገሥትን : ድል : አድረጉ ። አውነትንም : ሠሩ ። ተሰፋ : ያደረጉትንም : አገኙ ። በሰልፍም : ውስጥ : ድል : አድራጊዎች : ሆኑ ። የጠላትንም : ሠር : ድል : ነሡ ። (ዕብ : ፲፩ : ፱ - ፴፭) ።

እንቀጽ ፡ ግዕዝ ።

ሰለ ፡ ንጉሥ ፡ ታት ።

፩ሺ፭፻፵፫ ረስጣ ፡ ሃወቅቱ ፡ ወንጉሥ ፡ ለእመ ፡ ትን ፡ መናፍቅ ፡ አኮነ ፡ ዓዲሁ ፡ ንጉሥ ፡ እም ያእዜ ፡ አላ ፡ አላዋ ፡ ውኦቲ ።

፩ሺ፭፻፵፬ ምዕራፍ ፡ ፪ ፡ ያቤ ፡ እግዚአን ፡ በወንጌሉ ፡ “ ሀቡ ፡ ዘንጉሥ ፡ ለንጉሥ ፡ መዘእግዚአብሔር ፡ ለእግዚአብሔር ” ። ወይቤ ፡ ጳውሎስ ፡ ሐዋርያ ፡ በመልእክቱ ፡ ለሰብእ ፡ ሮሜ ፡ ነጉሉ ፡ ሰብእ ፡ እምኔክሙ ፡ ለደግነይ ፡ ለሥልጣን ፡ መካካንን ፡ ሀቢይ ፡ እስመ ፡ አይሠዩም ፡ መካካንን ፡ ሀእንበለ ፡ እምንበ ፡ እግዚአብሔር ፡ ወለአሉ ፡ መካካንንት ፡ ነጉሎሙ ፡ እግዚአብሔር ፡ ግሎሙ ፡ ወአሠልጠናሙ ፡ ወዘተቃወሞ ፡ ለመካካንን ፡ ወበለም ፡ በለወ ፡ ትኦዛዘ ፡ እግዚአብሔር ፡ ፈጣሪሁ ፡ ወእሰሂ ፡ ይተቃወምምሙ ፡ ይትካኔኔ ። ወሊቃናትሰ ፡ ወመካካንንት ፡ አኮነ ፡ ግሩማን ፡ ለእለ ፡ ያገብሩ ፡ ሰናዩ ፡ አላ ፡ ለእለ ፡ ያገብሩ ፡ እኩዩ ፡ ወአመሰ ፡ ፈቃድዝ ፡ አ ፡ ብእሲ ፡ ከመ ፡ አትፍርዮ ፡ ለመካካንን ፡ ግበር ፡ ሰናዩ ፡ ከመ ፡ ትትወደስ ፡ በንቢሁ ፡ እስመ ፡ ላእከ ፡ እግዚአብሔር ፡ ውኦቲ ፡ ወገብሪ ፡ ዜአሁ ፡ ዘይዳውበከ ፡ ንበ ፡ ንራት ፡ ወሰናዮት ፡ ወእመሰ ፡ ግበርከ ፡ እኩዩ ፡ ፍርዮ ፡ ለመካካንን ፡ ወተቀቀብ ፡ ኪያሁ ፡ እስመ ፡ ውኦቲ ፡ አቀነተ ፡ መጥባሕተ ፡ በከንቱ ፡ ወባሕቱ ፡ ላዕከ ፡ እግዚአብሔር ፡ ውኦቲ ፡ ወይትብቃል ፡ በመካካት ፡ እምእለ ፡ ያገብሩ ፡ እኩዩተ ፡ ወበእንተ ፡ ዝንቱ ፡ መናትው ፡ ከመ ፡ ንግነይ ፡ ሎቱ ፡ አኮ ፡ በእንተ ፡ ፍርሃተ ፡ መካቱ ፡ ባሕቱቱ ፡ አላ ፡ በእንተ ፡ ሕሲናቱን ፡ ወበእንተ ፡ ዝንቱ ፡ ንወስድ ፡ ሎቱ ፡ ጸባሕተ ፡ እስመ ፡ አለ ፡ ይሠዩሙ ፡ ለአስተጻንዖ ፡ ግብራት ፡ ላእከን ፡ እግዚአብሔር ፡ እሙንቱ ፡ ወገባርያን ፡ ፈቃድ ፡ ዜአሁ ፡ ሀቡ ፡ ለነጉሉ ፡ ብእሲ ፡ ዘይደልዎ ፡ ወለዘሂ ፡ ይደልዎ ፡ ጸባሕት ፡ ጸብሔ ፡ ወለዘሂ ፡ ይደልዎ ፡ ፍርሃት ፡ ፍርሁ ፡ ወለዘሂ ፡ ይደልዎ ፡ ክብር ፡ ክብሪ ፡ አክብሩ ። ወለዘሂ ፡ ይደልዎ ፡ ዓሥራት ፡ ዓሥራተ ፡ ዓሥሩ።

፩ሺ፭፻፵፭ ወይቤ ፡ ዮሐንስ ፡ አፈ ፡ ወርቅ ፡ በትርጓሜው ፡ ዘንተ ፡ ከፍለ ፡ ፍሁ ፡ አመሪ ፡ ሐዋርያ ፡ በውስተ ካልእት ፡ መልእክታቲሁ ፡ ወእዘሙ ፡ ለሥዩማን ፡ ሥን ፡ ተኦዘዞ ፡ ለሊቃውንት ፡ በከመ ፡ ይትኦዘዞ ፡ እግብርት ፡ ለአካሕዘት ። ወዘንተ ፡

፩ሺ፭፻፵፫ ረስጣ ፡ ሃ፩ ፡ ንጉሥ ፡ መናፍቅ ፡ በገደን ፡ ከዛሬ ፡ ጀምሮ ፡ ገና ፡ ንጉሥ ፡ አልገናም ፡ ሀላዋ ፡ ነው ፡ እንጂ ።

፩ሺ፭፻፵፬ ሀላተኛ ፡ ምዕራፍ ፡ ፮ ፡ ታት ፡ በወንጌሉ ፡ የንጉሥን ፡ ለንጉሥ ፡ የእግዚአብሔርን ፡ ለእግዚአብሔር ፡ ሰጡ ፡ አለ ። (ማቱ ፡ ፳፯ ፡ ፳፩) ። ሐዋርያ ፡ ጳውሎስም ፡ ሰሮም ፡ ሰዎች ፡ በላከው ፡ መልእክት ፡ እንዲህ ፡ አለ ። ከእናንተ ፡ ሰው ፡ ሁሉ ፡ ሊታላቁ ፡ መካካንን ፡ ሥልጣን ፡ ይገዛ ። ገዥ ፡ ከእግዚአብሔር ፡ ዘንድ ፡ ካልገና ፡ በቀር ፡ እይሾምምና ። እሊዘንም ፡ መካካንንቶች ፡ ሁሉ ፡ እግዚአብሔር ፡ ሾሚቸዋል ። አሠልጥናዎቸዋልም ። ዳኛውንም ፡ የተቃወመውና ፡ የወነጀለው ፡ የፈጣሪውን ፡ የእግዚአብሔርን ፡ ትእዛዝ ፡ ወነጀለ ። አነርሱን ፡ የሚቃወሚቸውም ፡ ይቀጣሉ ። ሊቃናትና ፡ መካካንንትስ ፡ ክፉ ፡ ሰሚሠሩ ፡ ሰዎች ፡ ነው ፡ እንጂ ፡ መልካም ፡ ለሚሠሩ ፡ ሰዎች ፡ ግሩማን ፡ አይደሉም ። ሰው ፡ ሆይ ፡ ገዥን ፡ እንዳትፈራው ፡ ከወደድከስ ፡ በእርሱ ፡ ዘንድ ፡ እንድትመሰገን ፡ መልካም ፡ አድርግ ። የእግዚአብሔር ፡ መላክተኛ ፡ አንተን ፡ ወይዳዴም ፡ መልካም ፡ ሥራ ፡ የሚጠራህ ፡ የርሱ ፡ ባሪያ ፡ ነውና ። ክፉ ፡ ሥራ ፡ ብትሠራ ፡ ግን ፡ ዳኛውን ፡ ፍራው ። ከእርሱም ፡ ተጠበቅ ። እርሱ ፡ ሰይፍን ፡ በከንቱ ፡ አልታጠቀምና ። እርሱ ፡ የእግዚአብሔር ፡ መላክተኛ ፡ ነው ፡ እንጂ ። ክፉ ፡ የሚሠሩትን ፡ ሰዎች ፡ በመካካት ፡ ይበቀሳል ። ስለዚህ ፡ ልንገዛለት ፡ ይገባል ። መካቱን ፡ ብቻ ፡ ስለመናራት ፡ አይደለም ። በሐሳባችንም ፡ ነው ፡ እንጂ ። ስለዚህ ፡ ግብር ፡ እንወስድለታለን ። እነርሱ ፡ ሥራዎችን ፡ ለማስፈጸም ፡ የተሾሙ ፡ ፈቃዱንም ፡ የሚፈጽሙ ፡ የእግዚአብሔር ፡ አገልግሎት ፡ ናቸውና ። ለሰው ፡ ሁሉ ፡ የሚገባውን ፡ ሰጡ ። ግብር ፡ ለሚገባውም ፡ ገብሩ ። መፈራት ፡ የሚገባውንም ፡ መናራትን ፡ ፍሩ ። ክብር ፡ የሚገባውንም ክብርን ፡ አክብሩ ። ዐሥራት ፡ ለሚገባውም ፡ ዓሥራትን ፡ ሰጡ ። (ሮሜ ፡ ፲፫ ፡ ፩-፳) ።

፩ሺ፭፻፵፭ ዮሐንስ ፡ አፈ ፡ ወርቅም ፡ ያዘን ፡ ከፍል ፡ በተረጎመበት ፡ እንዲህ ፡ አለ ። እነዩ ፡ ሐዋርያ ፡ በሌሎች ፡ መልእክቶቹ ፡ እመለከተ ። ሹማምት ፡ ለሊቃውንት ፡ በካ ፡ መታዘዘን ፡ እንዲታዘዙ ፡ አዘዛቸው ፡ ባሮች ፡ ለጉቶች ፡ እንደሚታዘዙ ።

አንቀጽ : ፵፱ ።

ገብረ : እንዘ : ያርእ : ከመ : እግዚእን : በትእዛዛ
ዛቲሁ : ኢያግኅምሙ : ለኩሎሙ : ሔረታት :
እላ : እሰተጸንዎሙ : ባቲ ። ወብሂሎተኒ : ኩሉ :
ነፍሱ : ዝኒ : ያይልዎሙ : ለኩሉ : ሰብእ : ይት
መሰሉ : ባቲ ። “ወብሂሎተኒ : እይሎየም :
መኩንን : ዘእንበለ : እምነበ : እግዚእብሔር”
ዝ : ብሂል : እሰመ : እግዚእብሔር : ረሰየ :
ከመ : ይኩን : ድልወ : ከዊን : ሢመት : ለሊ
ቃናት : መመኳንንት : ከመ : ይጣእጥእ :
ዓለም : በሆናይ ።

፩ሺ፳፻፴፮ ወበእንተዝ : ሠርዐ : መኳንንት : በእንተ :
ዘኮን : ሰሪና : ዘተኃይሎ : ያመልድ : ጸብእ :
ብዙኅ : መሠርዐ : እግዚእብሔር : ዘጥበቢሁ :
ሢመታተ : ብዙኅ : ዘከመ : ብእሲ : መብእሲት
መእብኒ : ምሰለ : ወልዱ : መእረጋዊ : ምሰለ :
መራዛ : መገብርኒ : ምሰለ : እግዓዚ : መመምዘ
ርኒ : ምሰለ : ረድኡ : ወፈድፋደሰ : ሊቅ :
ምሰለ : ዘይሎየም : እምታሕቲሁ ። ወከማሁ :
ካሰበ : ገብረ : ውሰተ : ሥጋ : ዘየንተዝ : ሊቀ
ወካልእ : ሥዩመ : በታሕቲሁ : ወከማሁ :
ካሰበ : ገብረ : ከመዘ : ዘብዙኅን : እምተረፈ :
እንሰላ : ዘከመ : ንህብ : ወራዛ : ወኩራኪ :
ወቆራት : ወእንሰርት : ወእልሕምተ : ገዳም :
ወዘመደ : ዓሣት : ዘዘዚእሆሙ ።

፩ሺ፳፻፴፯ ወኅበ : እሀሎ : ሢመት : ያከውን : ዐከከ :
ወተኃጥእ : ሥርዓት ። ወብሂሎተኒ : እሰመ :
ሳእከ : እግዚእብሔር : ወእቲ : ያዴውዐከ :
ኅበ : ኅራት : መሠናዶት : ዝብሂል : ያሰተሣኒ :
ተእዝዙተከ : ለእግዚእብሔር ። ወከተንኦሰ :
ሰዐማፅያን : እግዚእብሔር : ለቀታልያን : ወለ
ዘማውያን : ለሰረቅት : ወለገባርያን : እከይ ።
ወእውንዮተሰ : ለተእዛዝያን : እሰ : ያትኡዘዙ :
ሎቲ : ለልዑል : ያትለበል : ሰሙ : ለመናንያን
ዓለም : ወትሩፋን : ምግባር : ወጸድቃን ።

፩ሺ፳፻፴፰ ወበእንተ : በቀኅኤትን : እምነዚሁ : መን
ፈሳዊ : ወሥጋዊ : ነዐቦ : ሎቲ : ጸባሕተ : ወጋ
ዳ : ዘእንተ : ፍዳ : በበይን : ዝንቲ : ወበዘከመ :
ዝንቲ : ሣብር : ያከውን : ተሰናእዎ : ዘእንተ :
ተዋም : ለዘይፈቅዱ : ኅበሁ : መኳንንት :
ሕግ : ወውእቶሙ : እሰመ : ሦገድጥ : እሙንቲ :

ሰለ : ነገሥታት

ዘዙ ። ጌታችን : በትእዛዛቲ : እካሂዶችን :
ሁሉ : በእርሱዋ : እጻናቸው : እንጂ : እንዳሳራ
ቃቸው : ሲያሳዩ : ይህን : እደረገ ። “ነፍሱ :
ሁሉ : ማለቱም” : ለሰዎች : ሁሉ : በእርሱዋ :
ሊመሰሉ : ያገባቸዋል ። “ሹም : ከእግዚእብሔር :
ዘንድ : ካልዮን : በቀር : እይሾምም” : ማለ
ቱም : እንዲህ : ማለት : ነው ። እግዚእብሔር :
የሹመትን : እኳኋን : ለሊቃውንትና : ለመኳ
ንንት : የተገባ : እንዲሆን : እድርገልና ። ዓለም
በመልካም : ይከናወን : ዘንድ ።

፩ሺ፳፻፴፯ ሰለዚህ : መኳንንትን : ሾመ ። በገይል : መተ
ካከል : ብዙ : መጣሳትን : የሚወልድ : ሰለዮን :
እግዚእብሔር : በጥበቡ : ብዙ : ሹመቶችን :
ሠራ ። እንደ : ባልና : ሚስት : እንደ : እባትና :
ልጅ : እንደ : ሽማግሌና : ጎልማሳ : እንደ : ባሪ
ያና : ጌታው : እንደ : መምህርና : ተማሪው : ያ
ልቁንም : ከበታቹ : እንደተሾመ : ሊቅ : ያለ
ነው ። ዳግመኛም : እንደዚሁ : ሰለዚህ : ፈንታ :
በሥጋ : እለቃ : እደረገ ። ሌላውንም : ሹም : ከ
በታቹ : ዳግመኛም : እንደዚሁ : ከእንሰሳት :
ወገን : በብዙዎቹም : እንዲሁ : እደረገ ። ይኸውም
እንደንብ : እንደ : ሽመሳ : አሞራ : እንደ :
ምሰጥ : እንደ : ቶራዎች : እንደ : አሞሮች : እንደ :
ዳር : ከብቶችም : (እንደ : ጎሾች) : እንደ :
ዐሣዎችም : ወገኖች : በየወገናቸው : ናቸው ።

፩ሺ፳፻፴፰ ሹም : ከሌለ : ዘንድ : ከርከር : የሥርዓትም :
መታጣት : ይሆናል ። “የእግዚእብሔር : መሳ
ክተኛ : ነውና : ወደፍጹም : መልካም : ሥራ :
ይጠራሃል” : ማለቱም : ለእግዚእብሔር : መታ
ዘዝህን : ያሳምርልሃል : ማለቱ : ነው ። ቅጣ
ቱም : በእግዚእብሔር : ለሚያምፁ : ለነፍሱ :
ገዳዮችና : ለሌሎች : ለሌሎችና : ከፉን : ለሚ
ያደርጉ : ነው ። በጎ : ማድረጉም : ሰሙ : ከፍ :
ከፍ : ይበልጥ : ለልዑል : ለሚታዘዙና : ዓለ
ምን : ለናቁ : ሥራቸውም : ለበዛ : ለጸድቃን :
ነው ።

፩ሺ፳፻፴፯ ከእርሱ : ዘንድ : ሰለሚሆን : ሥጋዊና : መን
ፈሳዊ : ጥቅማችንም : ግብርንና : እጅ : መን
ሻን : ለእርሱ : እንሰጠው ። በዚህ : ሰለብድራት
በእንደዚህም : ያለው : ሥራ : የሕግ : መኳንን
ት : በእርሱ : ዘንድ : ለሚሹት : ሰለመጽናት :
መሰማማት : ይሆናል ። እነርሱ : የራሳቸውን :

ጸሕቀ : ዘአላሆሙ : ወይጽሕቀ : ለዘቀጥጥ : ዘሉ =

ግዳጅ : ትተው : ለሁሉ : ጥቅም : ይተጋሉና =

፩ሺ፳፻፵፱ ወእትበሉ : እስመ : እገሌ : አሕሠመ : ሥርዓት : አላ : ርእዩ : ሥነ : ሥርዓት : ወእከዊነ : ሰላም : ምስሉ : ኢቀዊመ : ሢመት : ወብዝግ : ሁከት : ወቅብጸተ : ሰላም : ዘይወስድ : ነበ : ትብጸተ : ለዮሜ : ወዘልዎ : በእንተ : ቅብጸተ : ሣመት = እስመ : አንትመ : ትራእዩ : ጥበቢሁ : ለሠራዔ : ሕግ : ዘሠርዖመ : ለግብራት : ከዋኖ : ቀዳማዊ : በተቀሕዶቲ = ወለእመ : ትብ : ከመ : አንተ : በሃይማኖት : ወበምግባር : ትኔይሰ : እምኔሁ : እእምር : ከመ : ጊዜከ : አኮነ : ወእቲ : ጊዜ : እስመ : አንተ : ይእዜ : ራላሲ : አንተ : ወድኩም : ወኖሁ : ይመጸእ : ጊዜከ : ወውእቲ : ኢተዐውቀ : ዓዲሁ : እስመ አንተ : ትኔይሰ : እምኔሁ : ወሳተሰ : ዓዐድ : እኮነት : ዓፀደ : ለሤት =

፩ሺ፳፻፵፱ እገሌ : ሥርዓት : አጥፍቷል : እኮ : እትበሉ = የሥርዓትን : መበጀት : ሹመት : ካልጸና : ሰላም : እለመሆኑን : ሁከት : መብዛቱን : እድሜን : ተስፋ : ወደመቀረጥ : የሚያደርስ : ለሰላም : ተስፋ : መቀረጥን : ለሹመት : ተስፋ : ቆርጦ : መኖርን : እዩ : እንጂ = በእንድነቱ : ጀግሪ : ሁኖ : ግብራትን : የሠራቸው : የሠራዔ : ሕግ : ጥበቡን : እናንተ : ታያላችሁና = አንተ : በሃይማኖትና : በምግባር : ከእርሱ : እንደምትበልጥ : ብትናገር : ይህ : ጊዜ : ያንተ : ጊዜ : እንዳልሆነ : እወቅ = አንተ : ዛሬ : መጸተኛ : ደካማም : ነህና = እነሆ : ጊዜሰ : ይመጣል = እርሱም : አንተ : ከእርሱ : ትበልጥ : እንደሆነ : ገና : አልታወቀም = ይህችም : ቦታ : የዋጋ : ቦታ : አይደለችም =

፩ሺ፳፻፶፱ ምስራፍ : ቦታ : መክ : ህወጊቲ : ወያኮብር : መዓርጋተ : ካህናት : ከመ : ቄስጠንጢኖስ : ነገሥ : ገሩይ : ወምእመን : ወጸድት : ወእለ : እምድጎራሁ : ወያስተዋፅእ : እንከ : ላዕሌሆሙ ለኩሎሙ : እምነ : ጸጋሁ : ለለጅዓ : ፩ዓ : በከመ : መጠነ : መዓርጊሁ : ወያቅድም : ውሂበ : ለኤዲስቆጶሳት : ወእምዝ : ለቀሳውስት ወእምድጎራሆሙ : ለዲያቆናት : ወእምዝ : ለእለ : ይቴሐትዎሙ =

፩ሺ፳፻፶፱ ቦታ : ምዕራፍ = መክ : ህወጊ = የካህናትን : መዓርግ : የተመረጠና : የታመነ : እውነተኛም : እንደሆነ : እንደ : ንጉሥ : ቆስጠንጢኖስ : ከእርሱ : በኋላም : እንደነበሩ : ነገሥታት : ያከብር = ለሁሉም : እያንዳንዱ : እንደመዓርጉ : መጠን : ከሀብቲ : የወጣጣላቸው = መስጠትንም : ለኤዲስቆጶሳት : ያስቀድም = ከዚያም : በኋላ : ለቀሳውስት : ቀጥሎም : ለዲያቆናት : ከዚያም : በኋላ : ከእነርሱ : በታች : ላሉት =

፩ሺ፳፻፷፩ ወያኢትት : እምኒሆሙ : ጸባሕተ : ወገዳ : ወግብረ : መኳንንት : ወያቅም : ለእብያተ : ክርስቲያናት : ዘያሐይወ : ቦቲ : ለዕቤራት : ወለደካትም : ወለምስኪናን : ከመ : ያስተብቀሱ ሰዎ : ለእግዚአብሔር : ከመ : ያጸንሱ : ሃይማኖተ : ርትዕተ : በእሚነ : ሥሉስ : ቅዱስ : ወከመ : ያኑን : መዋዕሊሁ : ለንጉሠ : ክርስቲያን = ወይረሲ : ለእግዚአብሔር : መከራልተ : እምውስተ : እምነ : ወምዘርካ : ከመ : ዳዋት : ንጉሥ : ወካልእኒሁ : እምነገሥት : ጸድቃን : ወእያንሥእ : እዬሁ : ነበ : ካህናተ : እግዚአብሔር : ወቅዱሳኒሁ : ከመ : ኢያርከቦ : በከመ : ረከቦሙ : ለነገሥት : እኩያን : እምእስራኤል : ወካልእኒሆሙ =

፩ሺ፳፻፷፩ ግብርንና : እጅ : መንሻን : የመኳንንትንም : ግብር : ከእነርሱ : ያርቅ = ባልቴተኛና : ደኃ : አደጎች : ጠም : አዳሪዎችም : የሚረዱበትን : ለቤተ : ክርስቲያን : ይገልጹት = ሥሉስ : ቅዱስን : በማመን : በቀናች : ሃይማኖት : ያጸናው : ዘንድ : እግዚአብሔርን : ይማልዱለት : ዘንድ = የክርስቲያን : ንጉሥ : ዘመኑም : ይረዝም : ዘንድ = ከደጋግ : ነገሥታት : ወገን : እንደ : ንጉሥ : ዳዊት : እንደሌሎችም : ከእጅ : መንሻውና : ከምርኮውም : ከፍሎ : ለእግዚአብሔር : ያድርግ = በእግዚአብሔር : ካህናትና : በቅዱሳኖቹ : እጅን : አያንሳ = ከእስራኤል : ወገን : ከፋዎችን : ነገሥታት : ሌሎችንም : እንዳገኛቸው : እንዳያገኘው = (፪ : ዜና : መዋ : ፴፫ : ፲ - ፲፪) =

፩ሺ፳፻፷፪ ትሔ : ወእምከመ : ቦእክሙ : ነበ : ሀገር : አንተ : ይሁበከሙ : እግዚአብሔር : ኪያሃ :

፩ሺ፳፻፷፪ ትሔ = እግዚአብሔር : እርሱዋን : ወደሚሰጣችሁ : ሀገር : ገብታችሁ : በውስጡዋ : በኖ

አንቀጽ፡ ፵፬ ።

ሰለ፡ ነገሥታት ።

ወጎደርክሙ፡ ውስቴታ፡ ንሥኡ፡ ቀዳምያተ፡ ፍሬሃ፡ ለምድር፡ ወሰዱ፡ ነበ፡ መካን፡ ዙንረሃ፡ እግዚአብሔር፡ ነበ፡ ካህን፡ ዙተሠይመ፡ በውእቱ፡ ዘመን ። ወሰግድ፡ ቅድመ፡ እግዚአብሔር፡ አምላክከ፡ ወተራግሕ፡ በነተሉ፡ ሠናያት፡ ዘጸገወክ፡ እግዚአብሔር፡ አምላክከ፡ አንተ፡ ወቤትክ፡ ወካህንኒ፡ ወረላሲ፡ ዘሀሎ፡ ውስተ፡ ማጎደርክ ።

፩ሺ፳፻፵፫ ምዕራፍ፡ ፱ቱ ። ወመፍትሁ፡ ሎቱ፡ ከመ፡ ይፍታሕ፡ ማእከለ፡ መርዓቱ፡ በርትዕ፡ ወአያድሉ፡ ኢለነፍሱ፡ ወአ፡ ለካልኡ፡ ኢ፡ ለወልዱ፡ ወአ፡ ለአዝማዱ፡ ኢ፡ ለዓርኩ፡ ወአ፡ ለነኪር፡ በምንትኒ፡ እምገጸ፡ ዐመፍ ። ወናሁ፡ ተጽሕፈ፡ በእንተ፡ ንጉሥ፡ ዘይብል፡ ክቡር፡ ንጉሥ፡ ፍትሐ፡ ያፈቅር፡ ወዐማሂሰ፡ ያፈቅድ፡ እክየ፡ ወዐመፍ፡ ለአጎሎተ፡ ነፍሱ ። ወይቤ፡ ሰሎሞን፡ ጠበብ፡ አፈድፍዶ፡ ርትዕ፡ ወአድጎፍ፡ ግፋዕ፡ ይኄይሰ፡ እምቀረባን፡ ወመሥዋዕት ።

፩ሺ፳፻፵፬ ወኢትንሣእ፡ ንዋየ፡ መኑሂ፡ በጎይል፡ ወኢትንሣየ፡ አምኒሁ፡ በግብር፡ ኢ፡ በከሠት፡ ወአ፡ በተመንግኖ፡ ከመ፡ ኢትንሣቀይ፡ በነበ፡ እግዚአብሔር፡ በዝግለም፡ ወበዘይመጽእ፡ ዓለም ። በዓለምለ፡ በከመ፡ ረከዐ፡ ለአክዓብ፡ ንጉሥ፡ ወለኤልዛቤል፡ ብሕሲቱ፡ ሰበ፡ አበየ፡ ናቡቴ፡ ሠይጠ፡ ዓፀደ፡ ወይኑ፡ ወተመንገነት፡ ኤልዛቤል፡ ላዕለ፡ ተቲሎቱ፡ ወነሥኦ፡ ለዓበደ፡ ወይኑ፡ ወተተሎ፡ እግዚአብሔር፡ ለአክዓብ፡ ወአጥፍአ፡ ዘርአ፡ ዘአሁ፡ ወእምድጎሬሁ፡ ቀተላ፡ ለኤልዛቤል፡ ወበልዕዋ፡ ከለባት፡ ውስተ፡ ውእቱ፡ ዓፀደ፡ ወይን፡ ዘዘከርን ። ወበደኃረኒ፡ ዓለም፡ ይቤ፡ ሐዋርያ፡ “ከመ፡ ዐማዕደን፡ ወከሐድያን፡ ኢይወርሰዋ፡ ለመንግሥተ፡ እግዚአብሔር” ።

፩ሺ፳፻፵፭ ወኢያሕሥም፡ ላዕለ፡ እጓለ፡ ማውታ፡ ወዕቤራት፡ እሰመ፡ ይቤ፡ እግዚአብሔር፡ ልዑል፡ ትቤ፡ ፲ወ፱ቱ፡ ለእመ፡ አሕሠምከሙ፡ ላዕሌሆሙ፡ ወጸርሐ፡ ነቤየ፡ አነ፡ እሰምዕ፡ ገዓሮሙ፡ ወአሠጠዎሙ፡ ወአትመዐዕ፡ በመፍትየ፡ ወአቀትለክሙ፡ በውስተ፡ ጸብእ፡ ወይክውና፡ አንስቲያክሙ፡ መበለታተ፡ ወውሉድ

ራችሁ፡ ጊዜ፡ ከምድር፡ ፍሬ፡ ቀዳምያቱን፡ ወሰዳችሁ፡ በዚያ፡ ዘመን፡ እግዚአብሔር፡ የመረጠው፡ ካህን፡ ወደተሾመበት፡ ቦታ፡ ውሰዱ ። በአምላክህ፡ በእግዚአብሔርም፡ ራት፡ ስገድ ። እግዚአብሔር፡ በሰጠህ፡ መልካም፡ ነገር፡ ሁሉ፡ አንተና፡ ቤተ፡ ሰብሀ፡ ካህኑም፡ በቤትህም፡ ያለ፡ መጽተኛ፡ ደሰ፡ ይበልህ ። (ዘዳ፡ ፳፮፡ ፩-፲፪) ።

፩ሺ፳፻፵፫ ፱ኛ፡ ምዕራፍ ። በሕዝቦቹ፡ መካከል፡ በቅን፡ ሊፈርድ፡ ይገባዋል ። ለራሱ፡ ለሌላውም፡ ለልጁም፡ ወይም፡ ለዘመዱ፡ ለወዳጁም፡ ወይም፡ ለባዕድ፡ ቢሆን፡ ከዓመዕ፡ ወገን፡ በምንም፡ አይድላ ። እነሆ፡ ስለንጉሥ፡ እንዲህ፡ የሚል፡ ተጽፏል ። የክበረ፡ ንጉሥ፡ ፍርድን፡ ይወድዳል ። ዓመፀኛ፡ ንጉሥ፡ ግን፡ ነፍሱን፡ ለማጥፋት፡ ክፋትንና፡ ዓመዕን፡ ይወድዳል ። (መዝ፡ ፺፰፡ ፱) ። ብልሁ፡ ሰሎሞንም፡ እውነትን፡ ማብዛት፡ የተበደለውንም፡ ማዳን፡ ከቀረባንና፡ ከመሥዋዕት፡ ይበልጣል፡ አለ ። (ምላ፡ ፳፩፡ ፫) ።

፩ሺ፳፻፵፬ የማነንም፡ ገንዘብ፡ በጎይል፡ አትውሰድ ። በግልጽም፡ በተንኮልም፡ ቢሆን፡ በግድ፡ ከእርሱ፡ አትግዛ ። በዚህ፡ ዓለም፡ በሚመጣውም፡ ዓለም፡ በእግዚአብሔር፡ ዘንድ፡ እንዳትሠቀይ፡ በዓለምለ፡ ንጉሥ፡ አከዓብንና፡ ሚሰቱ፡ ኤልዛቤልን፡ እንዳገኛቸው፡ ነው ። ናቡቴ፡ የወይን፡ ቦታውን፡ አልሸጥም፡ ባለ፡ ጊዜ፡ ኤልዛቤል፡ እርሱን፡ ለማሰገደል፡ ተተነክለች ። የወይን፡ ቦታውንም፡ ወሰደበት ። እግዚአብሔርም፡ አክዓብን፡ ገደለው ። የእርሱንም፡ ዘር፡ አጠፋ ። ከእርሱም፡ በኋላ፡ ኤልዛቤልን፡ ገደላት ። በተናገርነው፡ የወይን፡ ቦታም፡ ውስጥ፡ ውሾች፡ በሉዋት ። (፪፡ ነገ፡ ፱፡ ፴-፴፮ ። ፲፡ ፩-፳) ። በኋለኛውም፡ ዓለም፡ ዓመፀኞችና፡ ከህዲዎች፡ የእግዚአብሔርን፡ መንግሥት፡ እንዳይወርሱዋት፡ ሐዋርያ፡ ተናገረ ። (፩፡ ቆሮ፡ ፯፡ ፱) ።

፩ሺ፳፻፵፭ በሙት፡ ልጆችና፡ በባልቴቶች፡ ክፉ፡ አይድርግ ። ልዑል፡ እግዚአብሔር፡ አንዲህ፡ ብሏልና ። ትቤ፡ ፲፱ ። ክፉ፡ ብታደርጉባቸው፡ ወደአኔም፡ ቢሮሁ፡ እኔ፡ ጩኸታቸውን፡ ሰምቼ፡ አመልሰላቸዋለሁ ። በመፍት፡ ተቈጥቼ፡ በሰልፍ፡ ውስጥ፡ አጠፋችኋለሁ ። ሚሰቶቻችሁ፡ ሴት፡ አዳሪዎች፡ ልጆቻችሁም፡

ከሙ : እንሰ : ግውታ ።

የሙት : ልጆች : ይሆናሉ ። (ዘፀ : ፳፪ : ፳፪ - ፳፭) ።

፩ሺ፭፻፵፮ ወይመግባሙ : ለአዕርክተሁ : ወለሐራሁ : በእቅልሎ : ወምሂክ : ወይሐር : በምክሮሙ : ለእእሩግ : ወለሊቃውንተዎሙ : ወኢይሰማዕ በላዕሌሆሙ : ምክረ : ወራዙት : እለ : ተሐዕት : ምሰሌሁ : ወኢያክብድ : ቅኔሁ : በላዕሌሆሙ : ከዋኖ : ግሁጸ : በውእተ : ዘኮነ : ላዕለ : ወልዱ : ለሰሎሞን : አምገብ : አዕርክተ : እቡሁ ።

፩ሺ፭፻፵፮ ባለሟሎቹንና : ጭፍሮቹን : አገዛዝ : በማቅለልና : በመራራት : ያስተዳድራቸው ። በሽማግሎችና : በሊቃውንቶቻቸው : ምክር : ይኑር ። ከእነርሱ : በላይ : የአብሮ : አደጎቹን : ገበዛዝት : ምክር : እይሰማ ። ከአባቱ : ባለሟሎች : ምክር : በወጣ : በሰሎሞን : ልጅ : ላይ : በሆነው : በዚህ : የተቀጣ : ሁኖ : አገዛዙን : በላያቸው : እያክብድ ። (፩ : ነገ : ፲፪ : ፮ - ፲፯) ።

፩ሺ፭፻፵፯ ወይግበር : ሠናየ : ለውሉይ : ንጉሥ : አለ : ኮነ : እምቅድሚሁ : በከመ : ንብረ : ዳዊት : ለእዝርአተ : ሳላል ። ወዓዲ : ደግበር : ሠናየ : ለላካነ : ንጉሥ : ወኢያሕሥም : ላዕሌሆሙ : ወይኩኖ : ተግሣጸ : ዘረከቦ : ለንጉሠ : እሞን : ወወሀቦ : እግዚአብሔር : ለዳዊት : መዋእ : በላዕሌሁ : ዕቦ : አሕሠመ : በላዕለ : ሳለካኒሁ ።

፩ሺ፭፻፵፯ ዳዊት : ለባላል : ዘሮች : እንዳደረገው : ሁሉ ከእርሱ : አስቀድሞ : ለነበረው : ንጉሥ : ልጆች መልካም : ይሥራ ። (፪ : ሳሙ : ፱ : ፩ - ፲፫) ። ዳግመኛም : ለንጉሥ : መልእክተኞች : መልካም : ይሥራ ። ክፉም : እያደርግባቸው ። የእሞንን : ንጉሥ : ያገኘው : መከራ : ተግሣጸ : ይሁነው ። በመላክተኞቹ : ላይ : ክፉ : በሠራ : ጊዜ : እግዚአብሔርም : ለዳዊት : በእርሱ : ላይ : ድል : መንግሥትን : ሰጠው ። (፪ : ሳሙ : ፲ : ፩ - ፲፮) ።

፩ሺ፭፻፵፰ ወእመኒ : ኮነ : አቡሁ : ንጉሠ : ይትወቀብኬ : ከመ : ኢይዕሉ : ከያሁ : ከመ : ኢይቅትሎ : እግዚአብሔር : በከመ : ተተሎ : ለእቤሴሎም : በውስተ : ጸብእ : እመ : ሀለዎ : ለእቡሁ : ወረቀጸ : ከመ : ደንግእ : መንግሥቶ ።

፩ሺ፭፻፵፰ አባቱ : ንጉሥም : ቢሆን : እርሱን : እንዳይከዳ : ይጠበቅ ። አቤሴሎም : አባቱን : ከድቶ : መንግሥቱን : ሊይዝ : በወደደ : ጊዜ : እግዚአብሔር : እንደገደለው : እርሱንም : እንዳይገድለው ። (፪ : ሳሙ : ፲፮ : ፱ - ፲፯) ።

፩ሺ፭፻፵፱ ትሔ : ዘ፲ወቅቱ : ወዕቦ : ተሐውር : ንቦ : ጸብእ : ምሰለ : ሠራዊትካ : ለጸቢአ : ሀርክ : ተወቀብ : እምነሉ : ግብር : እኩይ : ወአመቦ : ዘአኮነ : ንጹሐ : ለይዓአ : አምትዕይንት : ወይባእ : በባኒታሁ : እምደንረ : ነጽሐ : ከመ : ይኩን : ተዓይኒክ : ቅዱስ : ከመ : ኢይትረከብ : ኅፍረት : በማእከሌክ : ወኢይትገጎሥ : እምኒክ ።

፩ሺ፭፻፵፱ ትሄ : ፲፫ ። ጠላትህን : ለመውጋት : ከሠራዊትህ : ጋር : ወደሰልፍ : በሄድክ : ጊዜ : ከክፉሥራ : ሁሉ : ተጠበቅ ። ንጹሐ : ያልሆነ : ሰው : ቢኖር : ከከተማ : ይውጣና : ክጽጸ : በኋላ : በግግሥቱ : ይግባ ። ስልፍህ : ቅዱስ : ይሆን : ዘንድ ። ኅፍረትም : በመካከልህ : ተገኝቶ : ከእንተ : አንዳልርቅ ። (ዘዳ : ፳፫ : ፱ - ፲፭) ።

፩ሺ፭፻፶፱ ዘ፲ወቅቱ : ዘ፳ወቅቱ : ለእመ : ወዓእክ : ለጸቢአ : ሀርክ : ወርእክ : አፍራስ : ወሠረገላተ : ወሕዝቦ : ዘይቦዝት : እምኒክ : ኢትፍራህ : አምኒሆሙ : እስመ : እግዚአብሔር : አምላክክ : ምሰሌክ ። ወዕቦ : እገዝክ : ትትቃተል : ይቅድም : ካህን : ነገሮቶሙ : ለሕዝብ : ወይበሎሙ : ናሁ : አንትሙ : ተሐውሩ : ከመ : ትትቃተልዎሙ : ለዐርክሙ : ኢይደንግዕክሙ : ልብክሙ : ወኢትፍርሁ : እምኒሆሙ : እስመ : እግዚአብሔር : ምሰሌክሙ : ይጸብእ : ጸላእተ

፩ሺ፭፻፶፱ ፲፬ : ፳፬ ። ጠላትህን : ለመውጋት : ብትወጣ : ፈረሶችንና : ሠረገሎችን : ከአንተ : የሚበዙ : ሠራዊትንም : ብታይ : ፈጣሪህ : እግዚአብሔር : ከእንተ : ጋር : ነውና : ከእነርሱ : የተነሣ : አትፍራ ። ልትዋጋም : በጀመርክ : ጊዜ : አስቀድሞ : ካህን : ለሕዝቡ : እነሆ : እናንተ : ጠላቶቻችሁን : ልትወጉ : ትሂዳላችሁ ። ልቡናችሁ : አይሸበርላችሁ ። ከእነርሱም : የተነሣ : አትፍሩ ። እግዚአብሔር : ከእናንተ : ጋር : ሁኖ ጠላቶቻችሁን : ይወጋልና ። ከፊታቸውም :

ከሙ፡ ወኢትትገገሡ፡ እምቅድመ፡ ገጽሙ፡
እሰመ፡ እግዚአብሔር፡ እምላክክሙ፡ የሐ
ውር፡ ፍጽመ፡ ለክሙሰ፡ ያድጎኝክሙ፡ ወይቀ
ትል፡ ፀረክሙ።

፩ሺ፭፻፶፩ ሥርዋጽ፡ ወወ፡ ጎበ፡ ተነግረ፡ በውሰተ፡
ቀኖናት፡ እለ፡ ያሰመያ፡ በሰመ፡ ነገሥት፡
ወእምከመ፡ ወፅኢ፡ መሃይምናን፡ ለጸበእ፡
ወርሙ፡ ያቅሙ፡ በቅድሚያሆሙ፡ መሰቀለ፡
ክርሰቶሰ፡ ወይሰግዱ፡ ሎቲ፡ ወይጽርሐ፡ ቅ
ድመ፡ እግዚአብሔር፡ ሄተ፡ ጊዜ፡ እንዘ፡ ያብ
ሉ፡ ኪርያ፡ ላይሶን፡ መእምዝ፡ ያንግር፡ በዋደ
እንዘ፡ ያብል፡ እይምጸእ፡ መኑሂ፡ ጎበ፡ ጸብእ
በግብር፡ ዘእንበለ፡ ፈቃዱ።

፩ሺ፭፻፶፪ ወእምከመ፡ አሠልጠነክ፡ እግዚአብሔር፡
ላሰሊሆሙ፡ ንብብ፡ ሃይማኖተክ፡ በቅድሚ
ሆሙ፡ ወእምከመ፡ ረከብክ፡ እማን፡ ሃይቁ፡
እማን፡ ዘእሆሙ፡ አኑዋክ፡ እንክ፡ እሙንቲ፡
ወእመ፡ እኮሰ፡ ረሰዮሙ፡ እግብርተ፡ ዜእክ፡
ለጸባሕት፡ ወለተልእኮ።

፩ሺ፭፻፶፫ ትሔ፡ እመ፡ በጸሕክሙ፡ ጎበ፡ ዘገር፡ እው፡
ጎበ፡ ብሔር፡ ከመ፡ ትትቃተልምሙ፡ ለሰብእ፡
ዘእሃ፡ ጸውሶምሙ፡ ለከዋን፡ ፅርቅ፡ ወለእመ፡
ተወክፋክሙ፡ ወእርጎወ፡ ለክሙ፡ እለ፡
ሀለጢ፡ ውሰቲታ፡ እደው፡ ይኩኑክሙ፡ ከመ፡
እግብርት፡ ወየሰቡክሙ፡ ጸባሕተ።

፩ሺ፭፻፶፬ ወለእመ፡ አተወክፋክሙ፡ ለከዋን፡ ፅርቅ፡
ወተጋደለክሙ፡ ወተጸብኢክሙ፡ ጽብእ
ምሙ፡ ወእፅዕቁ፡ ላሰሊሆሙ፡ እሰመ፡ እግዚአ
ብሔር፡ አምላክክሙ፡ ያጎብእ፡ ለክሙ።

፩ሺ፭፻፶፭ ወእመኒ፡ ተማጎወን፡ ጎበክሙ፡ መሐርምሙ
እሰመ፡ እግዚአብሔር፡ ያቤ፡ ብፁዓን፡ መሐር
ያን፡ እሰመ፡ ሎሙኒ፡ ያምሕርምሙ። ወእእ
ኩቶቲሰ፡ ለእግዚአብሔር፡ ጸጋዊ፡ ያይሉ፡ በእ
ንተ፡ ዘመሐርሙ፡ ለእግብርቲሆ። ወእርድእ
ትኒ፡ ሶበ፡ ያቤልም፡ ለእግዚእነ፡ ንፈቅድ፡
ትበል፡ ለትረድ፡ እሳት፡ ወታውሶሃሙ፡
በከመ፡ ገብረ፡ ኤልያሰ፡ ወከልእሙ፡ እንዘ፡
ያብል፡ እተእምናኑ፡ ዘእይ፡ መንፈሰ፡ አን
ትሙ። እሰመ፡ በምሕረት፡ ወበእፋቅሮተ፡
እንለ፡ እሙሕያው፡ ያትሚሰሎ፡ ሰብእ፡ ለፈጣ
ሪሆ፡ ወይትሌሰይ፡ መሲሐዊ፡ እምካልእኒሆ።

፩ሺ፭፻፶፮ ሥርዋጽ፡ ትሔ፡ ወለእመ፡ በግትካ፡ ለዘገር፡

ፈቀቅ፡ እትበሉ። ፈጣሪያችሁ፡ እግዚአብ
ሔር፡ ፈት፡ ፈታችሁን፡ ይሄዳልና። እናንተን፡
ግን፡ ያድናችኋል። መላቶቻችሁንም፡ ያጠፋ
ቸዋል። ብሎ፡ ይንገራቸው። (ዘዳ፡ ፳፡ ፩-፮)።

፩ሺ፭፻፶፩ ሥርዋጽ፡ በነገሥታቲ፡ ሰም፡ የተሠየሙ፡
መጸሕፍት፡ የተነገረም፡ እለ። ምእመናን፡
ጠላታቸውን፡ ለመውጋት፡ ቢወጡ፡ በፈታ
ቸው፡ የከርሰቶሰን፡ መስቀል፡ እቁመው፡ ያሰ
ገዱለት። ኪርያላይሶን፡ (እግዚእ፡ መሐረን)፡
እያሉ፡ በእግዚአብሔር፡ ፈት፡ ሄ፡ ጊዜ፡ ይጨ
ኹ። ከዚህ፡ በኋላም፡ አዋጅ፡ ነጋሪ፡ ግንም፡
ያለፈቃዱ፡ በግድ፡ ወደሰልፍ፡ እይምግ፡
እያለ፡ አዋጅ፡ ይንገር።

፩ሺ፭፻፶፪ እግዚአብሔር፡ በእነርሱ፡ ላይ፡ ያሠለጠነህ፡
ከሆነ፡ ሃይማኖትህን፡ በፈታቸው፡ ተናገር።
የሃይማኖታቸውንም፡ እርግጠኛነት፡ በእው
ነት፡ ካገኘህ፡ እንግዲህ፡ ወንድሞችህ፡ ናቸው።
ይህ፡ ባይሆን፡ ግን፡ ለገባርነትና፡ ለአገልግ
ሎት፡ ባሮችህ፡ እድርጋቸው።

፩ሺ፭፻፶፫ ትሂ። ወደከተማ፡ ወይም፡ ወደገጠር፡ ሰም
ቿን፡ ለመውጋት፡ ብትሂዱ፡ ዕርቅ፡ ለማድ
ረግ፡ ጥሯቸው። በውሰጡዋ፡ ያሉ፡ ሰምች፡
ቢቀበሉዋችሁ፡ በርም፡ ቢከፍቱላችሁ፡ እንደ፡
ባሮች፡ ይሁኑዋችሁ። ግብርም፡ ያገብሩላ
ችሁ። (ዘዳ፡ ፳፡ ፶-፶፪)።

፩ሺ፭፻፶፬ ዕርቅንም፡ ለማድረግ፡ ባይቀበሉዋችሁ፡
ፈጽመውም፡ ቢወጉዋችሁ፡ እሰጨንቃችሁ፡
ውንቸው። ፈጣሪያችሁ፡ እግዚአብሔር፡ ያጥ
ልላችኋል።

፩ሺ፭፻፶፭ ወደእናንተም፡ ቢማጠኑ፡ ያቅር፡ በኋቸው።
እግዚአብሔር፡ ያቅር፡ የግሉ፡ ብፁዓን፡
ናቸው፡ እነርሱንም፡ ያቅር፡ ያላቸዋልና፡
(ማቲ፡ ፮፡ ፮)፡ ብሏልና። ለጋሰ፡ ለሆነ፡ ለእ
ግዚአብሔር፡ ለባሮቹ፡ ያቅርታን፡ ለላሰተማራ
ቸው፡ ምሰጋና፡ ይገባል። ደቀ፡ መሃመርትም፡
ጌታችንን፡ ኤልያሰ፡ እንዳደረገ፡ እሳት፡ ከሰ
ማይ፡ ትውረድና፡ ታቃጥላቸው፡ ልትል፡ እን
ወዳለን፡ ባሉት፡ ጊዜ፡ እናንተ፡ የማን፡ መን
ፈሰ፡ እንይሆናችሁ፡ እታውቁም? ብሎ፡ ከለከ
ላቸው። (ሉቃ፡ ፱፡ ፶፬-፶፮)። ሰው፡ ያቅር፡
በማለትና፡ ሰውን፡ በመውደድ፡ ፈጣሪውን፡ ያመ
ሰለዋልና። ክርስቲያንም፡ ከሌሎቹ፡ ያለየል።

፩ሺ፭፻፶፮ ሥርዋጽ፡ ትሂ። በሩን፡ እሰኪክፍቱልህ፡ ድረሰ

አንቀጽ : ፵፬ ::

ሰለ : ነገሥታት ::

ወንበርክ : ላዕሌሃ : ብዙኅ : መዋዕለ : ከመ : ትትቃተል : እስከ : ያርጎወ : ለከ : እትግዝም : አለዋጫሃ : እስመ : ዕዘመ : ገዳም : ኢይክሉ : ጎዶዩ : እምኔክመ : ወለዕዕሰ : እንተ : እት ፈሪ : ግዝምዋ : ወጽብአዎመ : ለሰብእ : ዚእሃ : እስከ : ትመውእዎመ ::

፩ሺ፩፻፶፮ ትሔ : ዘ፲ወ፬ቱ : ወእምክመ : ኅላፍክመ : ኅበ : ሀገረ : እትዋክመ : እትሕሥመ : ላዕሌ ሆመ : ወተማየጡ : እምኔሆመ : እክለ : ወማየ : በብሩር : ለሲሳይክመ : ወለሰቱክመ : ከመ : ይባርክ : እግዚአብሔር : ላዕሌክመ ::

፩ሺ፩፻፶፭ መጅ : ፲ወ፭ቱ : ወለእመ : ተማየጡ : ፩ደ : እሱረ : እምክእስሮ : በንዋይ : እመር : ወለእመ ቦቱ : ንዋይ : ለዘተእስረ : የሀቦ : ሜጠ : ዚእሁ : ዘቦቱ : ተማየጡ : ወደማየጡ : ነፍሰ : ዚእሁ : ቦቱ : ወይኩን : ግዑዘ : ወለእመ : ኅጥእ : ደን በር : ውስተ : እደ : ዘተማየጡ : ክመ : ዓሳብ : እንዘ : ይትጌበር : እስከ : ይራዲ : ሜጠ : ዚእሁ እምዓስቡ : እምድጎረ : ተሰነእወ : በገዢነቱ : በቅድመ : ስብእ ::

፩ሺ፩፻፶፱ ትሔ : ዘ፲ወ፫ቱ : ወለእመ : ጎዶ : ኅብክመ : ጎዶዩ : እትግብእም : ኅበ : እግዚአ : ወደን በር : ምስሌክመ : ኅበ : ፈቀደ : ውስተ : ፩ዱ : እምእህገራክመ : ወእትግፍዕም ::

፩ሺ፩፻፷፰ ጠስ : ፵ : ወለምሀርካኒ : ይንሥእ : ሳድስተ : እደሃ : ለቤተ : መዛግብት : ዘውስጥ : ወለዘተ ርፈ : ይክፍልዎ : በዕሩይ : ለሲቃናት : መመኳ ንንት :: ወእመቦ : ዘእራድራደ : እምክልእ : መክፈልተ : በስምዕ : ይወስክዎ : እምክፍል : ዘማእክል : ወቤሐሳበ : ክፍል : ይንሥእ : ዐቃቤ : ዘጎደግዎ : ለዐቱበ : ሠራዊት ::

፩ሺ፩፻፷፱ ማ፫ቱ : ወለእመቦ : ዘያስተዋዲ : በእንተ : እሕሥሞተ : መንግሥት : በዘይመውፁ : ሀር : ወደክሥት : ሎመ : ምክረክመ : እው : ጎዶ : ኅብሆመ : ወሜጠ : ሎመ : ንዋየ : ሐቅል : ይስቅልዎ : ወደውዕደዎ ::

፩ሺ፩፻፷፱ ምዕራፍ : ፭ቱ :: እምክመ : እግብእክመ : እግዚአብሔር : ውስተ : እደ : ዐርክመ : በእ ንተ : ኃጣውእክመ : ወዔወወክመ : ውስተ : ሀገሮመ : መፍትሔ : ለክመ : ከመ : ትጽንቡ : ላዕሰ : ሃይማኖትክመ :: ወትቦመድዎ : ለሕግ

ሀገሪቱን : ከብበሀ : ትዋጋ : ዘንድ : ብዙ : ቀን : ብትቀመጥ : ዛፎችዋን : እትቁረጥ :: የዱር : ዕንጨቶች : ከእናንተ : ሊሸሹ : እይችሎምና : የማታፈራውን : ዕንጨት : ግን : ቀረጡዋት : የሀገሪቱንም : ሰዎች : ድል : እስክትነሱዋ ችው : ድረስ : ውጉዋቸው :: (ዘዳ : ፳ : ፲፱ - ፳)

፩ሺ፩፻፶፮ ትሄ : ፲፬ :: በወንድሞቻችሁ : ሀገር : ብታ ልፉ : በእነርሱ : ላይ : ክፉ : እትሥሩ : እግዚ አብሔር : እናንተን : ይባርካችሁ : ዘንድ : ለም ግባችሁና : ለመጠጣችሁ : እህልና : ውህ : ከእ ነርሱ : በብር : ግዙ :: (ዘዳ : ፪ : ፱ - ፯) ::

፩ሺ፩፻፶፭ መጅ : ፲፭ :: በታወቀ : ገንዘብ : ካሠረው : ወገን : እንዱን : እሥረኛ : ቢዋጅ : (ቢያስ ፈታ) : የታሰረውም : ሰው : ገንዘብ : ቢኖረው : ያስፈታበትን : ገንዘብ : ይስጠውና : በገንዘቡ : ሰውነቱን : ይግዛበት :: ነጻም : ይሁን :: ቢያጣ : ግን : በሰው : ፈት : በዚህ : ከተሰማመ በኋላ : ክደመወዙ : የተፈታበትን : ገንዘብ : እስኪክፍል : ድረስ : እንደምንደኛ : እየሠራ : በእስፈታው : ሰው : እጅ : ይቆይ ::

፩ሺ፩፻፶፱ ትሄ : ፲፫ :: ኮብላይ : ወደእናንተ : ቢኮበ ልል : ወደ : ጌታው : እትመልሱት :: ከሀገር ቻችሁ : በወደደው : በእንዱ : ውስጥ : ከእና ንተ : ጋራ : ይኑር :: እትግፉትም :: (ዘዳ : ፳፫ : ፲፭ - ፲፮) ::

፩ሺ፩፻፷፰ ጠስ : ፵ :: ከምርኮም : ገንዘብ : ፯ኛዋን : እጅ : ለውስጥ : ግምጃ : ቤት : ይውሰድ :: የቀ ረውንም : ለእለቆችና : ለመኳንንት : በትክክል ይክፈሉት :: ከሌላው : ይልቅ : በምስክር : ድር ሻን : (ምርኮን) : ያበዛ : ቢኖር : ከመካከል ኛው : ክፍል : ይጨምሩለት :: ሠራዊትን : ለመጠበቅ : የተውት : ሰው : በድርሻው : ልክ : ይውሰድ ::

፩ሺ፩፻፷፱ ማ፫ :: መንግሥትን : ስለመገዳት : ጠላቶች ድል : በሚነሡ : ሁናቴ : ነገር : የሚሠራ : ምክ ሬችሁንም : የሚገልጽላቸው : ወይም : ወደእነ ርሱ : የሸሸና : የጦር : መሣሪያ : የሸጠላቸው : ቢኖር : ይስቀሉት :: ያቃጥሉትም ::

፩ሺ፩፻፷፱ እምስተኛ : ምዕራፍ :: ሰለ : ኃጢአታችሁ : እግዚአብሔር : በጠላቶቻችሁ : እጅ : እላልፍ : ቢሰጣችሁ : ወደሀገራቸውም : ቢማርኳችሁ : በሃይማኖታችሁ : ልትድኑ : ይገባችኋል :: ሕጋ ችሁንም : በመብልና : በመጠጥ : በሕግ : ሥር

አንቀጽ : ፵፭ ።

ሰለ : ብሉይና : ሐዲስ ።

ክሙ : በሙብልሳጊ : ወበመስቱ : ወበኮሉ : ሥርዓተ : ሕግ : በከመ : ዳንኤል : ወገቱ : ደቀቅ : ከመ : ያድጎንክሙ : እግዚአብሔር : እምእናብሰት : ወእምእሳት ። ወይሰባሕ : ሰሙ በእንተ : ሥነ : ተእዝዞትክሙ : ወያግብእክሙ ነበ : ሀገርክሙ : ከመ : እለ : ዘከርናሆሙ ።

ዓትም : ሁሉ : ጠብቁት ። እንደ : ዳንኤልና : እንደ : ፫ : ደቂቅ : (እንደ : ሦስቱ : ልጆች) : ከእናብሰትና : ከእሳት : ያድናችሁ : ዘንድ ። (ዳን : ፫ : ፳፬ - ፳፯ ። ፮ : ፲፱ - ፳፱) ። ስለመታዘዛችሁም : መበጀት : ሰሙ : ያመለገን : ዘንድ : እንደ : ጠቀሰናቸው : ሰዎች : ወደሀገራችሁ : ይመልሳችሁ : ዘንድ ።

አንቀጽ : ፵፬ ወ፳፮ ።

በእንተ : ዘይደሉ : ተናግሮቱ : በዝንቱ : መጽሐፍ : እምብሉይ : ወሐዲስ : ካልእ : እምዘተነግረ : ውስተ : አንቀጽ : በበገጹ ።

አንቀጽ : ፵፭ ።

በአንቀጽ : ውስጥ : በየወገኑ : ከተነገረው : ሌላ ክብሉይና : ከሐዲስ : መጥቶ : በዚህ : መጽሐፍ ሊናገሩት : ስለሚገባው : ይናገራል ።

፩ሺ፳፻፳፫ ወሰበ : ኮነ : ብእሲ : ፍጡረ : በነፍስ : ወሥጋ : ያለው : ከመ : ይሥርዑ : ሎቱ : ፪ተ : ሕገጋተ ። ቀዳማዊ : ከመ : ይኮን : ለአፈጽሞተ : ምግባራቲሁ : እለ : በከሠት : እንተ : ሀለወት : በእባላቲሁ : ዘእፍእ ። ወካልእጊ : ሕግ : ለአፈጽሞተ : ምግባራቲሁ : ዘውስጥ : እንተ : ሀለዋ : በሕሊናሁ : ወጎይላቲሁ : ወርክ በታቲሁ : ዘውስጥ ።

፩ሺ፳፻፳፫ ሰው : ከነፍሰና : ከሥጋ : የተፈጠረ : እንደ : መሆኑ : ሁለት : ሕጎች : ሊሠሩሉት ተገባ ። መጀመሪያው : በሕዋላተ : እፍእ : ያለች : በግልጽ : የሚሠሩ : ሥራዎችን : ለማስፈጸም : ይሆን : ዘንድ : ነው ። ሁለተኛውም : ሕግ : በሐሳቡና : በጎይሉ : በውስጥም : በሚያገኙት : ነገሮች : ያሉትን : የውስጥ : ሥራዎችን : ለማስፈጸም : ነው ።

፩ሺ፳፻፳፬ ወቀዳማዊ : ሕግ : ይቀውም : በሥርዓተ : ሕግ : ቀዳማዊ : ዘውእቱ : ሕገ : ርትሶ : ይትዐ ወቅ : ኦሪት : ወተሠርዑ : በውስጥቱ : ኮነኔ ያት : ሥጋውያት : ዘያሱተርእዩ : በእንተ : ምግባራት : ሥጋውያት : ዘቦሙ : ይደሉ : ፍትሕ : በነበ : ፈታሕት : ዘከመ : ቀቲለ : ቀታሊ : ወተፈድዮ : ፅዳ : እምነ : ሰራቂ : ወዘቢጠ : ዐማፂ : ወዘተነግረ : በእንቲእሁ : ካልእ : እምዘንቱ ። ወኮሉ : ዘተነግረ : በውስጥቱ : ከመ : ያብጽሕ ነበ : ዝንቱ : ወከመ : ይዘመዱ : ቦቱ : በምግባር : ምንፈሳዊ : ከመ : ሙሴ : ወኤልያስ : ትሩፋን : ምግባር ።

፩ሺ፳፻፳፬ መጀመሪያው : ሕግ : በመጀመሪያው : ሕግ : ሥርዓት : ይጸናል ። ይኸውም : የቀና : ሕግ : ነው ። ኦሪት : እንደሆነች : ይታወቃል ። ስለ : ሥጋውያት : ሥራዎች : የሚገልጹ : ሥጋውያት : ቅጣቶችም : በውስጡ : ተሠሩ ። በዳኞች : ዘንድ : ፍርድ : የሚገባቸው ። ይኸውም : ነፍስ ገዳዩን : እንደመግደል : ከሌባም : ገንዘብን : እንደመክፈል : ዓመፀኛንም : እንደመግረፍ : ያለ : ነው ። ከዚህም : ሌላ : ስለእርሱ : የተነገረው : ነው ። በውስጡ : የተነገረው : ሁሉ : ወደዚህ : ያደርስ : ዘንድ : ነው ። በሥራ : ፍጹማን : እንደሆኑ : እንደ : ሙሴና : እንደ : ኤልያስ : በመንፈሳዊ : ሥራም : ስሙዳን : ይሆኑ : ዘንድ : ነው ።

፩ሺ፳፻፳፭ ወዳግማዊሰ : ምንፈሳዊ : ወእቱ : ቀዋም : በሕግ : ደጎራዊ : ወውእቱ : ሕገ : ፍጽሜ : ወተሠርዐ : በውስጥቱ : ሕግ : ልኮናዊ : በእንተ : ምግባራት : ዘውስጥ : ዘደጎሥጽ : ቦቱ : ነፍሶ : ሰብእ : በውስጥ : ነፍሱ : ማእከሌሁ : ወማእከል : ፈጣሪሁ : በሥምረተ : ርእሱ : ዘከመ : ተከልእ : እመዓት : ወእምነጽሮ : በፍትወት : ወእፍትሮተ : ሰር : ወሠርይ : ለዘእበስ : ወተዐ

፩ሺ፳፻፳፭ ሁለተኛው : ግን : መንፈሳዊ : ነው ። በኋለኛው : ሕግ : መጽናት : ነው ። እርሱም : የመጨረሻ : ሕግ : ነው ። ሰው : በራሱ : ፈቃድ : በእርሱና : በፈጣሪው : መካከል : ራሱን : በራሱ : ስለሚገጥሙባቸው : ውስጣውያን : ሥራዎች : ልኮናዊ : ሕግ : በውስጡ : ተጽፏል ። ይኸውም : ከቆጣና : በፍትወት : ከማየት : እንደመክልከል : ጠላትን : እንደመው

ቅቦ : እምጽጋብ : መስካር : ወለትሕቶ : ርእሰ :
ላኩሉ : ሰብእ : ወዛቲ : ይእቲ : እምነትነኔያት :
እንተ : ባቲ : ይፈትሕ : ሰብእ : ላዕለ : ነፍሱ :
በሥምረተ : ልቡ : ዘይፈቅድ : ይኩን : ብእሴ :
ፍጹመ : ወእኮነት : ይእቲ : እምነትነኔያት :
እንተ : ይፈትሕ : ባቲ : መኳንንት : ላዕለ :
ሰብእ : በግብር :

፩ሺ፭፻፷፮ ወእተወርቦ : ዘይገራዊ : ሕግ : እብጥሎቱ :
ሰዘተነግረ : በሕግ : ቀዳማዊ : እስመ : ይቤ :
እግዚእን : “ኢመጸእኩ : ከመ : እሥዐሮ :
ሰሕግ : እሳ : ከመ : እፈጽሞ = ” ወይእኬን : እን
ከሰ : እተሐገገ : እስርዖተ : ፍትሐመ : ለፈታ
ሕት = ወበእንተዘ : ተጽሕራ : ውስተ : ግሥር :
ምዕራፍ : ዘድሰቅ : ፍጡን : ሥረዩ : ኃጣ
ውእ : አጋዊከመ : እኮ : ዘንብል : ዘንተ :
ሰፈታሕት = ወስምዐ : ኮነ : በውስተ : ዝንቱ :
መጽሐፍ : ወካልኦኒ : ላዕለ : ብዙግ : እምፍት
ሐታት : በዘነበረ : እምኔሃ : ውስተ : አራት :
ወለእመ : ተደርሰ : ያለው : ከመ : ይንበር :
ውስተ : ዝንቱ : መጽሐፍ : በኩሉ : ዘነበረ :
ውስተ : ዘቀዳሚ : ሕግ : እምግብር : ለፈታ
ሕት : በእንተ : ፈቲሕ : ዘቦቱ : ይፈትሕ :
ላዕለ : ሰብእ : በእንተ : ምግባራት : ግሁዳት =
ወበኩሉ : ዘተነግረ : በሕግ : ደጋራዊ : እምነ :
ገሥጸተ : ብእሴ : በሕሊፍሁ : በኩሉ : ከብር :
ዘሉ : በእንቀጽ : ዘእሁ :

፩ሺ፭፻፷፯ ወናሁ : ተነግረ : በዝንቱ : አንቀጽ : እምነ :
ውእቱ : ቃላት : ፍሉጣት : ካልእ : እምዘ : ተነ
ግረ : በእናቅጽ = ሰቀዳማዊሰ : እምቅድመ :
ተናግሮቱ : ንበል : ከመ : ሕግ : ቀዳማዊ : ሰበ
መጽእ : ሕግ : ደጋራዊ : ኢጸንዐ : ሕግ : ቀዳ
ማዊ : በኩሉንታሁ : ወእበጠለ : ኩሉንታሁ :
እላ : ገበ : ጀቱ : ከፍል : ተከፍለ = ፩ዱሰ :
ከፍል : ተርፈ : ገበ : ሀላዌሁ : እስመ : በኩሉ :
ጊዜ : ኩነኔ : ፍትሕ : ሀልው : ዘእይትግሰል :
ምስሰ : ካልኦኒሁ : እምግባራተ : ትፋፋት :
ዘውእቱ : እምላኮ : ፈጣሪ : ዘእንበለ : ፍጡ
ራን : ወተከልእ : እምቀቲል : ወዝመት = ወ፩
ዱኒ : ከፍል : ተፀርዐ : በምልኡ : እስመ :
ግብረ : ቀዊም : ቦቱ : ተፀርዐ : በምልኡ : ወዘ
ይትፈቀድ : እምኔሁ : ኮነ : ዘከመ : ሕርመተ :
ሐራውያ : እስመ : መፍቅድ : እምኔሁ : ውስተ

ይድ : የበደለን : ይቅር : እንደማሰት : ከጥጋ
ብና : ከስካር : እንደመጠበቅ : ራስንም : ለሰው
ሁሉ : ዝቅ : ዝቅ : እንደማድረግ : ያለ : ነው =
ይችውም : ከቅጣቶች : ወገን : ፍጹም : ሰው :
ሊሆን : የወደደ : ሰው : በራሱ : ፈቃድ : በሰው
ነቱ : ላይ : ሰው : የሚፈርድባት : ናት = መኳ
ንንት : በግድ : በሰው : ላይ : ከሚፈርድቸው :
ቅጣቶች : ወገን : አይደለችም =

፩ሺ፭፻፷፰ በራተኛው : ሕግ : የተነገረውን : ግፍረሰ :
በኋለኛው : ሕግ : እልተጻፊም = ጌታችን :
ሕግን : ልፈጽመው : እንጂ : ልሽረው : እል
መጣሁም : ብሏልና = (ማቱ : ፭ : ፲፮) = እን
ግዳያውስ : ዛሬም : የዳኞችን : ፍርድ : መሻር :
እልታዘዘም = ስለዚህ : በድስቅ : በ፲ኛው :
ምዕራፍ : ተጽፏል = የወንድሞቻችሁን :
በደል : ፈጥኛችሁ : ይቅር : ዘሉ = ይዘንም :
ለዳኞች : የምንናገር : እይደለንም = በዚህም :
ውስጥ : መጽሐፍ : ምስክር : ዘን = ሌላውም :
ከርሱዋ : ወጥቶ : በአራት : በተጻፈው : ከፍ
ርድ : ወገን : በብዙ : ላይ : ሰለ : ተገለጹ :
ሥራዎችም : ዳኞች : ከሥራ : ወገን : በሰው :
ላይ : ስለሚፈርዱበት : ፍርድ : በቀደመው :
ሕግ : በተጻፈው : ሁሉ : ድርሰት : በደረሰ :
ከዚህ : መጽሐፍ : ጋራ : ሊቀመጥ : ተገባ = በሥ
ራው : ሁሉ : በሐሳቡ : ሰውን : ከመገሰጸ : የተ
ነግ : በኋለኛው : ሕግ : የተጻፈው : ሁሉ : በእር
ሱው : አንተጽ : አለ =

፩ሺ፭፻፷፱ በየእንቀጹ : ከተነገረው : ሌላ : ልዩ : ከዘገኙ :
ቃላት : መጥቶ : እነዚህ : በዚህ : አንቀጽ : ተነ
ገረ : የመጀመሪያውን : ሕግ : ከመናገሩ : እስ
ቀድሞ : እንደ : መጀመሪያው : ሕግ : ኋለኛው :
ሕግ : በመጣ : ጊዜ : የራተኛው : ሕግ : በ፱ :
ክፍል : ተከፈለ : እንጂ : መላውም : እልተሻ
ረም = መላውም : አልጸናም : እንበል = አንደ
ኛው : ክፍል : ባሰበት : ጸና = ከትፋፋት : ሥራ
ዎች : ወገን : ከሌሎች : ጋራ : የማይመሳሰል :
የፍርድ : ቅጣት : ሁልጊዜ : ይኖራልና = ይኸ
ውም : ከፍጡራን : ለይቶ : ፈጣሪን : ማምለክ :
ከመግደልና : ከመሰሰንም : መከልከል : ነው =
፩ኛውም : ክፍል : በሙሉ : ተሻረ : በእርሱ :
ጸንቶ : መኖር : በሙሉ : ተሸራልና = ከእርሱ :
የሚሻውም : ከዕረድ : እንደመከልከል : ያለ :
ነበር = በቀደመው : ሕግ : ከእርሱ : የሚሻው :

አንቀጽ : ፵፭ ።

ሕግ : ቀዳማዊ : ኮነ : ከመ : ኢይደመሩ :
ሕዝብ : እግዚአብሔር : ምሰላ : እሕዛብ : አለ :
ኢያመልከዎ : ለእግዚአብሔር : ዘበኅቤሆሙ :
ሀሎ : ብዙኅ : እሕርው : ከመ : ኢይትመየጡ :
ኅበ : እምልኮቶሙ : ወልማዳቲሆሙ : እኪት ።

፩ሺ፭፻፷፰ ወሰበ : ሰፈነ : እሚን : ላዕለ : ተሉ : አሕ
ዛብ : ወኢተርፉ : ዘእንበለ : ኅዳጣን : ዐላው
ያን : በፈቃድ : እምላካዊ : ደለወ : ፈቂድ :
ኅበ : ተጋብሎቶሙ : ለመሃይምናን : ወደለወ :
እፅርኦቱ : ለዘይከልእ : ወለዘይከልእዎሂ ።
ወ፩ዱ : ከፍል : ኮነ : ፍጹመ : በተወሰኑ : ላዕ
ሌሁ : ዘከመ : ገቢረ : ሠናይ : ለፍቁር : ወለጸላ
እት : ካዕበ : ወሕጹጽስ : ዘኮነ : ሕጹጸ : እምፍ
ጸሜ : ኮነ : ፍጹመ : ዘከመ : ገቢረ : ሠናይ : በዕ
ለተ : ስንበታት : ዘተአዘዘ : ቀዳማ : ኅዲገ :
ተሉ : ግብር : ውስቴቶን ። ወ፩ዱ : ከፍል : ኮነ :
ሥጋዊ : ወፈለሰ : ኅበ : ግብር : መንፈሳዊ :
ወኮነ : ሀየንተ : እንጽሐ : ሥጋ : በማያት : ወደ
ማት : እንጽሐ : ነፍስ : በንስሐ : ወሥርዓታ
ቲሃ ። ወሀየንተ : ተስፋ : መንግሥተ : ምድር :
ወሠናያቲሃ : መንግሥተ : ስማያት : ወዘለዓ
ለም : ተድላሃ ።

፩ሺ፭፻፷፱ ወይእዜኒ : ኢይትፈቀዳ : በዝንቲ : መጽ
ሐፍ : ተሉን : ትእዛዛት : አለ : ቀደማ ። ወዘይ
ትፈቀድስ : እምብሔር : ኦሪት : ዳግማዊ :
ዘይቤ : ቃሉ : ለልዑል : ሎቱ : ስብሐት : እነ :
እግዚአብሔር : እምላክከ : ኢትግበር : ለከ :
እምላክ : ዘእንበሌየ ። ወኢትግበር : ለከ : ግል
ፈዋተ : ወኢእምሳላተ : ዘውስተ : ስማይ : ዘላ
ዕሉ : ወኢዘውስተ : ምድር : ዘታሕቱ : ወኢ
ትሰግድ : ሎሙ : ወኢታምልኮሙ ። እሰመ :
እነ : እግዚአብሔር : እምላክከ ። “ኢትምሐል
በሰመ : እግዚአብሔር : ፈጣሪክ : በሐሰት :
እሰመ : ኢያነጽሐ : እግዚአብሔር : ለዘይም
ሕል : ስም : በሐሰት ። “ወእኩብር : እባክ :
ወእመከ : ከመ : ትርኩብ : ሠናየ : ወይኑኅ :
መዋዕሊክ ። “ኢትቅትል : ወኢትዘመ : ኢት
ስርቅ : ወኢትኩን : ስምዐ : በሐሰት : ላዕለ :
ቢጽክ ። ወኢትፍቱ : ቤተ : ካልእከ : ኢ : ብእ
ሲቶ : ወኢገብር : ወኢ : እመቶ : ወኢ : እንስ
ሳሁ : ወኢ : ተሉ : ዘአጥረዮ : ቢጽክ ።

ስለ : ብሉይና : ሐዲስ ።

የእግዚአብሔር : ወገኖች : እግዚአብሔርን :
ከማያመልኩት : በእነርሱ : ዘንድ : ብዙ : ዕረድ :
ካላቸው : ከእሕዛብ : ጋራ : እንዳይገናኙ : ነበ
ርና ። ወደእምልኮታቸውና : ወደክፉ : ልማዳ
ቸው : እንዳይመለሱ ።

፩ሺ፭፻፷፱ ሃይማኖት : በእሕዛብ : ሁሉ : ላይ : በሰፈነ :
ጊዜ : ከጥቂቶችም : ዐላውያን : በቀር : በአል
ቀሩ : ጊዜ : በእምላካዊ : ፈቃድ : ምእመናንን :
ወደመሰብሰብ : መሻት : ተገባ ። የሚከለክለ
ውንና : የሚከለክሉትን : ነገርም : መሻር :
ተገባ ። እንደኛውም : ከፍል : ተጨምሮበት :
ፍጹም : ሆነ ። ለወዳጅ : ዳግመኛም : ለጠላት :
በኅ : እንደመሥራት : ያለው : ነው ። ከፍጹም
ነት : ሕፃዕ : የነበረውም : ፍጹም : ሆነ ። ይኸ
ውም : ቀድሞ : ሥራን : ሁሉ : መተው : በታ
ዘዘባቸው : ስንበታት : ቀን : በኅ : እንደመሥ
ራት : ያለ : ነው ። እንዲ : ከፍል : ሥጋዊ :
ነበረ ። ወደመንፈሳዊም : ሥራ : ተላለፈ ።
ሥጋን : በውኃና : በደም : ስለማንጸት : ፈንታ :
በንስሐና : በሥርዓቶቹ : ነፍሱን : ማንጸት :
ሆነ ። የምድር : መንግሥትንና : ተድላ : ደስ
ታዋን : ተስፋ : ስለማድረግ : ፈንታም : መን
ግሥተ : ስማይንና : የዘለዓለም : ተድላዋን :
ተስፋ : ማድረግ : ሆነ ።

፩ሺ፭፻፸፬ ዛሬም : በዚህ : መጽሐፍ : የቀደሙት : ትእ
ዛዛት : ሁሉ : አይፈለጉም ። የሚሻውስ : በ፪
ኛው : ብሔር : ኦሪት : ምስጋና : ይግባውና :
ልዑል : እግዚአብሔር : ፈጣሪህ : እኔ : እግዚ
አብሔር : ነኝ ። ከእኔ : በቀር : ሌላ : እምላክ :
አታድርግ ። ያለው : ቃል : ነው ። ጣዖቶችንም :
ከላይ : በስማይ : ያሉትን : ከታችም : በምድር :
ያሉትን : ምሳሌዎች : ለአንተ : አታድርግ ።
አትሰገድላቸውም ። እታምልካቸውም ። ፈጣ
ሪህ : እኔ : እግዚአብሔር ነኝና ። በፈጣሪህ :
በእግዚአብሔር : ስም : በሐሰት : አትማል ።
እግዚአብሔር : በሐሰት : በስሙ : የሚምለ
ውን : እያነገውምና ። መልካም : ነገርንም :
ታገኝ : ዘንድ : ዕድሜህም : ይረዝም : ዘንድ :
አባትና : እናትህን : እክብር ። እትግደል : አት
ሰሰን : አትሰረቅ : በባልንጀራህ : ላይ : በሐሰት
ምሰክር : አትሁን ። የጓደኛህን : ቤቱን : ሚሰ
ቱንም : ወንድ : ባሪያውንና : ሌት : ባሪያውን :
እንሰሳውንም : ባልንጀራህ : የገዛውን : ሁሉ :

አትመኝ = (ዘፀ : ፳ : ፫ - ፲፯) =

፩ሺ፭፻፸፪ ወዛቲ፡ ትእዛዛተ፡ ፍትሕ፡ እንተ፡ ተሠርዐት፡
 ሎሙ፡ እመቦ፡ ዘእጥረየ፡ ገብረ፡ ዕብራዌ፡
 ደቅንዮ፡ ኗተ፡ ዓመተ፡ ወበሰባብዕት፡ ዓመት፡
 ያግዕዞ፡ ወደዓእ፡ ዘእንበለ፡ ጌጥ፡ ወለእመ፡
 ቦእ፡ ምስሰ፡ ብእሲቲ፡ ደዓእ፡ ምስሌሃ፡ ወለእ
 መኒ፡ ወሀቦ፡ እግዚአ፡ ብእሲቲ፡ ወወለደት፡
 ሎቲ፡ ሮስ፡ ወእዋልደ፡ ብእሲት፡ ወውሎዳ፡
 ደትቀንዮ፡ ለእግዚአሙ፡ ውእቲሰ፡ ደዓእ፡ ባሕ
 ቲቱ፡ ወለእመ፡ ይቤ፡ ገብር፡ አፍቀርኩ፡ እግ
 ዜእየ፡ ወብእሲትየ፡ ወውሉድየ፡ ወእይ፡ ፈቅድ፡
 ግዕዛን፡ ለይኩን፡ ሎቲ፡ ገብረ፡ እስከ፡ ለዓ
 ለም፡ ወለእመኒ፡ ጌጠ፡ ወስተ፡ እመቲ፡
 እንተ፡ ደእቲ፡ ወስተ፡ ገብሩ፡ ኢትጸጉጉ፡
 እምቤቱ፡ በዘመ፡ ደጸጉን፡ እእማት፡ ወእይ
 ግጣ፡ ለሕዝብ፡ ነኪር።

፩ሺ፭፻፸፪ የተሠራችላቸው፡ የፍርድ፡ ትእዛዝ፡ ይህች፡
 ናት፡ ዕብራዌ፡ ባሪያ፡ የገዛ፡ ቢኖር፡ ስድስት፡
 ዓመት፡ ይግዛው፡ በ፯ኛውም፡ ዓመት፡ ነጻ፡
 ያውጣው፡ ይለዋጋም፡ ይውጣ፡ ከሚስቲም፡
 ጋር፡ ቢገባ፡ ከእርስዋ፡ ጋር፡ ይውጣ፡ ጌታው፡
 ሚስት፡ ቢያጋባውም፡ ወንድ፡ ልጅና፡ ሴቶች፡
 ልጆችም፡ ብትወልድለት፡ ሚስቲና፡ ልጆቿ፡
 ለጌታቸው፡ ይገዙ፡ እርሱ፡ ግን፡ ብቻውን፡
 ይውጣ፡ ባሪያውም፡ ጌታዬንና፡ ሚስቴን፡
 ልጆቼንም፡ እወድዳለሁ፡ ነጻነትንም፡ አል
 ሻም፡ ቢል፡ እስከ፡ ዘለዓለም፡ ባሪያ፡ ይሁ
 ነው፡ የሴት፡ ባሪያውንም፡ ልጅ፡ ቢሸጥ፡ ይህ
 ችም፡ የወንድ፡ ባሪያው፡ ልጅ፡ ናት፡ ሴቶች፡
 ባሮች፡ ትልወት፡ ሁነው፡ እንደሚሰጡ፡
 ከቤቱ፡ አትውጣ፡ ለባዕድ፡ ወገንም፡ አይሽ
 ጣት።

፩ሺ፭፻፸፩ ወለእመ፡ ተበእሱ፡ ጄቱ፡ ስብእ፡ ወዘበጦ፡
 ፩ዱ፡ እምኒሆሙ፡ ለካልሉ፡ አው፡ ገፍ፡ ወእ
 ሞተ፡ ወስከበ፡ ውስተ፡ ምስካቡ፡ ወእምዝ፡
 ተንሥእ፡ ወእንሰሰው፡ ጸጉ፡ ተመርገዛ፡
 በትረ፡ ደድገን፡ ዘዘበጦ፡ አላ፡ የሀቦ፡ ህየንተ፡
 ዕርዓቲሁ፡ ወየሀቦ፡ ዓስቦ፡ ለዐቃቤ፡ ሥራይ፡
 ወእመ፡ ዘበጠ፡ ብእሲ፡ ዓይን፡ ገብሩ፡ አው፡
 ዓይን፡ እመቱ፡ ወእጥፍእ፡ ዓይኖ፡ ያግዕዞ፡

፩ሺ፭፻፸፩ ሁለት፡ ሰዎች፡ ቢጣሉና፡ ከእነርሱ፡ አንዱ፡
 ሌላውን፡ ቢመታው፡ ወይም፡ ቢገፋው፡ ባይ
 ሞትም፡ በአልጋውም፡ ላይ፡ ቢተኛ፡ ከዚህ፡
 በኋላ፡ ተነሥቶ፡ በትር፡ እየተመረከዘ፡ ጥግ፡
 ለጥግ፡ ቢሄድ፡ የመታው፡ ይድናል፡ ሥራ፡
 የፈታበትን፡ ይስጠው፡ እንጂ፡ የወይሻውንም፡
 ዋጋ፡ ይስጥ፡ ስው፡ የወንድ፡ ባሪያውን፡
 ዓይን፡ ወይም፡ የሴት፡ ባሪያውን፡ ዓይን፡
 መትቶ፡ ቢያጠፋ፡ ስለ፡ ዓይኑ፡ ፈንታ፡ ነጻ፡
 ያውጣው።

፩ሺ፭፻፸፪ ወለእመ፡ ወግእ፡ ላሕሙ፡ ብእሴ፡ ወቀተሎ፡
 ይገርዎ፡ ለላሕም፡ ወእይብለዐ፡ ሥጋሁ፡
 ወይድገን፡ በዓለ፡ ላሕም፡ ወለእመ፡ ኮነ፡
 ላሕም፡ ዘይወግእ፡ እምትማልም፡ ወእምቅ
 ድመ፡ ትማልም፡ ወእስምዑ፡ ላዕስ፡ እግዚአ፡
 ወእዐቀቦ፡ ላሕሙኒ፡ ይትወገር፡ በእብን፡ ወይ
 ቅትልዎ፡ ካዕበ፡ ለእግዚአ፡ ወለእመ፡ ፈትሐ
 ላዕሌሁ፡ ዕዳ፡ ይፍዲ፡ ቤዛ፡ ነፍሱ፡ ዘጎሠሠ፡
 እምኒሁ፡ ወለእመ፡ ቀተሰ፡ ላሕም፡ ገብረ፡
 አው፡ እመተ፡ የሀቡ፡ ጌጦ፡ ለእግዚአ፡ ወይ
 ውግርዎ፡ ለላሕም።

፩ሺ፭፻፸፪ በሬ፡ ስው፡ ወግቶ፡ ቢገድል፡ በሬውን፡
 ይውገሩት፡ ሥጋውንም፡ አይብሉት፡ ባለበሬ
 ውም፡ ይዳን፡ በሬው፡ ከትናትና፡ ከትናትናም
 በሬት፡ የሚዋጋ፡ ቢሆን፡ በባለቤቱም፡ ቢያዳ
 ፕበት፡ ባይጠብቀውም፡ በሬው፡ በድንጋይ፡
 ይወገር፡ ባለቤቱንም፡ ደግሞ፡ ይግደሉት፡
 የነፍስ፡ ዋጋ፡ ቢፈርዱበትም፡ ከእርሱ፡ የፈለጉ
 ትን፡ የነፍሱን፡ ዋጋ፡ ይክፈል፡ በሬ፡ ወንድ፡
 ባሪያ፡ ወይም፡ ሴት፡ ባሪያ፡ ቢገድል፡ ዋጋ
 ውን፡ ለጌታው፡ ይስጡ፡ በሬውንም፡ ይውገ
 ሩት።

፩ሺ፭፻፸፫ ወእመቦ፡ ብእሲ፡ ዘዘሠተ፡ ግበ፡ አው፡
 ከረየ፡ ዓዘቅተ፡ ወእከደን፡ አፋሁ፡ ወጸደፈ፡
 ውስቴቱ፡ ላሕም፡ ወእመኒ፡ አድግ፡ እግዚአ፡
 ዓዘቅት፡ ይፍዲ፡ ለእግዚአ፡ ወገደላሁኒ፡ ይን
 ግእ፡ ውእቲ፡ ወእሕም፡ ለእመ፡ ወግእ፡

፩ሺ፭፻፸፫ ትድግድ፡ የከፈተ፡ ወይም፡ የውሀ፡ ጉድ
 ጳድ፡ የቄፈረ፡ ቢኖር፡ አፋን፡ ባይገጥመው፡
 ላም፡ ወይም፡ አህያ፡ በውስጡ፡ ቢወድቅ፡ ባለ
 ጉድጓዱ፡ ይክፈል፡ የሞተውንም፡ እርሱ፡
 ይውስድ፡ በሬ፡ የሌላውን፡ ስው፡ በሬ፡ ቢወጋ፡

አንቀጽ ፡ ፵፭ ።

ላሕመ ፡ ካልእ ፡ ብእሲ ፡ ወሞተ ፡ ፩ዱ ፡ እምኔ ሆሙ ፡ ይሢጥዎ ፡ ለሕያው ፡ ላሕም ፡ ወይትካ ፈሉ ፡ ሄጦ ፡ ወሄጦ ፡ ምዉት ፡ ካሰበ ። ወለ እመ ፡ ኮነ ፡ ወጋኤ ፡ ላሕሙ ፡ እምትማልም ፡ ወእምትካት ፡ ወእቦቀቦ ፡ እግዚእ ፡ ዜእሁ ፡ ይፍዲ ፡ ላሕመ ፡ ተክለ ፡ ላሕም ፡ ወገደላ ፡ ዘሞተ ፡ ውእቱ ፡ ይንሣእ ።

፩ሺ፭፻፸፱ ወለእመ ፡ ተውሕስ ፡ ብእሲ ፡ እምቢዱ ፡ እንሰሳ ፡ ወተሰብረ ፡ ወሞተ ፡ ወእቦለወ ፡ እውሓሲ ፡ ምሰሌሁ ፡ ለእግዚእ ፡ ንዋይ ፡ ይፍዲ ። ወእመሰ ፡ ሀለወ ፡ እግዚእ ፡ ንዋይ ፡ ምሰሌሁ ፡ ኢይፍዲ ፡ ወለእመ ፡ ኮነ ፡ ዘተዓሰባ ፡ በዓሰብ ፡ ወሞተት ፡ ዘእንበለ ፡ ተዓሰቦት ።

፩ሺ፭፻፸፭ ወለእመቦ ፡ ዘእሰሐታ ፡ ለድንግል ፡ እንተ ፡ ኢተሐዕየት ፡ ወሰከበ ፡ ምሰሌሃ ፡ የሀብ ፡ ሕይሃ ፡ ወትኩኖ ፡ ብእሲተ ። ወለእመ ፡ አበየ ፡ እቡሃ ፡ ከመ ፡ ያሰተሞሰባ ፡ ሎቱ ፡ የሀባ ፡ ሕይሃ ፡ በእምጣን ፡ ሕይሆን ፡ ለድንግል ።

፩ሺ፭፻፸፮ ወለመኳንንት ፡ ኢትሕምዶዎሙ ፡ ወእትሶርፍ ፡ ላሶለ ፡ መኳንን ፡ ሕዝብከ ፡ ወእታሰተዶጎር ፡ ቀዳምዶተ ፡ ዓውደ ፡ ከክልከ ፡ ወምከዶዳተከ ፡ ወበኩረ ፡ ውሉድከ ፡ ወረሰዮሙ ፡ ሊተ ። ወከማሁ ፡ ግበር ፡ ሊተ ፡ ላሕመከ ፡ ወበግዕከ ፡ ወእድገከ ፡ ወዘተወልደሃ ፡ እምኢሆሙ ፡ ስቡቦ ፡ መሞሶለ ፡ ይንበር ፡ ምሰለ ፡ እሙ ፡ ወእመ ፡ ላምንት ፡ ሶለት ፡ እምጽኦ ፡ ሊተ ።

፩ሺ፭፻፸፯ ወለእመ ፡ ረከብከ ፡ ላሕመ ፡ ጸላእከ ፡ ግዱፊ እው ፡ አድጎ ፡ እግብእ ፡ ሎቱ ። ወለእመ ፡ ርእከ እድግ ፡ ጸላእከ ፡ ውዱቀ ፡ በታሕተ ፡ ያሩ ፡ ኢትትዓዶዎ ፡ እሰከ ፡ ታንሥእ ፡ ምሰሌሁ ። ወእትሰተፍ ፡ በቀቲለ ፡ ጸድቅ ፡ ወጎጥእ ፡ እታድጎን ፡ ወሕልዶን ፡ ኢትንሣእ ፡ እሰመ ፡ ሕልዶን ፡ ያዐውር ፡ እዕይንተ ፡ ወይመዶጥ ፡ ነገረ ፡ ርቱፀ ።

፩ሺ፭፻፸፰ ትጋ ፡ ወለእመቦ ፡ ዘእበሰ ፡ ወሰሕተ ፡ በምንትኒ ፡ በቅድሳተ ፡ እግዚእብሔር ፡ ዘእንበለ ፡ እእምሮ ፡ ያብእ ፡ ቀኑርባን ፡ ህዮንተ ፡ ዘእበሰ ፡ ቦቱ ፡ እምቅድሳት ፡ ወያግብእ ፡ በዲቤሁ ፡ ምሰሌሁ ፡ ትንምሥቶ ፡ ወይሰድ ፡ ኅበ ፡ ካዘን ፡ ወያሰተሥሪ ፡ በእንቲእሁ ፡ በቅድሳት ፡ ዘቀኑርባን ፡ ወይትንደግ ፡ ሎቱ ።

ሰለ ፡ ብሉይና ፡ ሐዲስ ።

ከእነርሱ ፡ እንዱ ፡ ቢሞት ፡ ያልሞተውን ፡ በሬ ፡ ሸጠው ፡ ዋጋውን ፡ ይካፈሉ ። ዳግመኛም ፡ የሞተውን ፡ በሬ ፡ ዋጋ ። በሬው ፡ ከትናትና ፡ ከጥንት ፡ ጀምሮ ፡ ተዋጊ ፡ ቢሆን ፡ ጌታውም ፡ ባይጠብቀው ፡ በበሬው ፡ ምትክ ፡ በሬ ፡ ይካፈል ። የሞተውን ፡ ሥጋ ፡ እርሱ ፡ ይውሰድ ። (ዘፀ ፡ ፳፩ ፡ ፩ - ፴፮) ።

፩ሺ፭፻፸፱ ሰው ፡ ከጓደኛው ፡ እንሰሳ ፡ ቢሞስ ፡ ቢሰበርና ቢሞት ፡ ያሞሰውም ፡ ሰው ፡ ከእርሱ ፡ ጋር ፡ ባይኖር ፡ ለባሉገንዘቡ ፡ ይካፈል ። የገንዘቡ ፡ ጌታ ፡ አብሮት ፡ ቢኖር ፡ ግን ፡ እይክፈል ። በኪራይ ፡ የተከራደት ፡ ብትሆንም ፡ ያለኪራይ ፡ ሞተች ።

፩ሺ፭፻፸፭ ያልታጨችውን ፡ ልጃገረድ ፡ ያሳተና ፡ አብሯት ፡ የተኛ ፡ ቢኖር ፡ ማጫዋን ፡ ስጥቶ ፡ ሚሰት ፡ ትሁነው ። እባቷም ፡ ለእርሱ ፡ ያጋባት ፡ ዘንድ ፡ አንቢ ፡ ቢል ፡ በልጃገረዶች ፡ ማጫ ፡ ልክ ፡ ማጫዋን ፡ ይሰጣት ። (ዘፀ ፡ ፳፪ ፡ ፲፱ - ፲፰) ።

፩ሺ፭፻፸፮ መኳንንትን ፡ አትሚቸው ። የወገንህን ፡ ሹም ፡ አትሳደብ ። የእዘልህንና ፡ የወይንህን ፡ ቀዳምዶትም ፡ የልጅህንም ፡ ዘኮር ፡ ወደጎላ ፡ አትበል ። ለእኔም ፡ አድርጎቸው ። እንደዚሁም ፡ ላምህንና ፡ በግህን ፡ እህያህንም ፡ ለእኔ ፡ እድርግ ። ከእነርሱም ፡ የተወለደው ፡ ስባት ፡ ቀን ፡ ከእናቱ ፡ ጋር ፡ ይቆይ ። በስምንተኛውም ፡ ቀን ፡ ለእኔ ፡ እምጣልኝ ። (ዘፀ ፡ ፳፪ ፡ ፳፰ - ፴፩) ።

፩ሺ፭፻፸፯ የጠላትህን ፡ በሬ ፡ ወይም ፡ እህያውን ፡ ጠፍቶ ፡ (ኮብልሎ) ፡ ብታገኘው ፡ መልሰላት ። የጠላትህንም ፡ እህያ ፡ ከጭነቱ ፡ በታች ፡ ወድቆ ፡ ብታይ ፡ ከከርሱ ፡ ጋር ፡ እስከታናሣው ፡ ድረስ ፡ እትለፈው ። ጸድቁንም ፡ በመግደል ፡ እትቀባበር ። ኃጢአተኛውንም ፡ እታድን ። መግለጃም ፡ እትቀበል ። መግለጃ ፡ ዓይንን ፡ እሳውሮ ፡ ቀናውን ፡ ነገር ፡ ይለውጣልና ። (ዘፀ ፡ ፳፫ ፡ ፱ - ሀ) ።

፩ሺ፭፻፸፰ ትጋ ፡ ሳያውቅ ፡ በኩግዚአብሔር ፡ ቅድሳት ፡ በማናቸውም ፡ የበደለና ፡ የሳተ ፡ ቢኖር ፡ ከተቀደሰው ፡ ወገን ፡ ስለበደለበት ፡ ፈንታ ፡ ቀኑርባን ያቅርብ ። በዓይነቱ ፡ ላይ ፡ ከእርሱ ፡ ጋር ፡ እምስት ፡ እድርጎ ፡ ያግባ ። ወይካህንም ፡ ይውሰድ ። ስለእርሱም ፡ ለቀኑርባን ፡ በተቀደሰው ፡ ነገር ፡ ያስተሥርዶለት ፡ ይሠረደላታልም ። (ዘል ፡ ፳፡ ፲፮) ።

፩ሺ፭፻፸፱ ወእመ፡ ዘእበሰ ፡ በአሐቲ ፡ ግብር ፡ እምዘ ፡
 አሕረመ ፡ እግዚአብሔር ፡ ዘእብውሕት ፡ ለገ
 ቢር ፡ ወኢያእመረ ፡ ያብእ ፡ ቍርባን ። ወለእመ
 ተጓሕሎ ፡ ፩ዱ ፡ ለቢጺ ፡ በማገፀንት ፡ አው ፡
 በተስናእም ፡ ተግባር ፡ አው ፡ ዘይምሰዖ ፡ ለቢጺ ፡
 አው ፡ ዘይዳምዖ ፡ አው ፡ ዘረከበ ፡ ግድፍተ ፡
 አው ፡ ጎዖዪተ ፡ ወክሕደ ፡ ኪያሃ ። ወዘይም
 ሕል ፡ በአሐቲ ፡ እምነ ፡ እሉ ፡ ዙሎሙ ፡ እንተ ፡
 ይገብራ ፡ ስብእ ፡ ወይኤብስ ፡ ባቲ ፡ ወእምከመ ፡
 አበሰ ፡ ያግብእ ፡ ዘተግገለ ። ወእመኒ ፡ ዘመፀፀ ፡
 አው ፡ ግገፀንተ ፡ ዘእንበሩ ፡ ገቤሁ ፡ አው ፡
 ግድፍተ ፡ አው ፡ ጎዖዪተ ፡ ዘረከበ ፡ አው ፡ ዘመ
 ሐለ ፡ ላዕሌሁ ፡ በሐሰት ፡ ያግብእ ፡ ወይወስክ ፡
 ላዕሌሁ ፡ ትገምስቶ ፡ ወየሀቦ ፡ ለዘውእቱ ፡ ሎቱ
 በዕለተ ፡ ቅስቱ ፡ አው ፡ በዕለተ ፡ ተእመነ ፡ በእ
 በሳሁ ፡ ወያብእ ፡ ቍርባን ።

፩ሺ፭፻፸፱ እግዚአብሔር ፡ ከከለከለው ፡ ወገን ፡ ሊሠር
 ዋት ፡ በማይገባ ፡ በእንዲት ፡ ሥራ ፡ የበደለ ፡
 ሰው ፡ ቢኖር ፡ ባያውቅም ፡ ቍርባን ፡ ያቅርብ ።
 ዘሌ ፡ ፩ ፡ ፲፯ - ፲፰ ። እንዲም ፡ ባልጀራውን ፡
 አደራ ፡ በማስቀመጥ ፡ ወይም ፡ በሥራ ፡ ስምም
 ነት ፡ ቢከዳው ፡ ወይም ፡ ጓደኛውን ፡ የሚያስቆ
 ጣው ፡ ወይም ፡ የሚበድለው ፡ ወይም ፡ የጠፋ
 ችውን ፡ ወይም ፡ የኮበለለችውን ፡ እግኝቶ ፡
 እርሱዋን ፡ ቢከድ ፡ ሰው ፡ ከሚሠራቸው ፡ ከእነ
 ዚህ ፡ ሁሉ ፡ በእንዲቱ ፡ የማለ ፡ በእርሱዋም ፡
 የበደለ ፡ ከበደለም ፡ በኋላ ፡ የቀማውን ፡ ይመ
 ልስ ። የሰረቀውንም ፡ ወይም ፡ በእርሱ ፡ ዘንድ ፡
 ያስቀመጡበትን ፡ እደራ ፡ ወይም ፡ የጠፋች
 ውን ፡ ወይም ፡ የኮበለለችውን ፡ ያገኘ ፡ ወይም ፡ በሐ
 ስት ፡ የማለበትን ፡ ነገር ፡ ቢሆን ፡ ይመልስ ።
 በእርሱም ፡ ላይ ፡ እምስት ፡ እድርጎ ፡ ይጨ
 ምር ። ለእርሱም ፡ ለሆነው ፡ (ለባለገንዘቡ) ፡
 በተከራከረበት ፡ ወይም ፡ በደሉን ፡ ባመነበት ፡
 ቀን ፡ ይስጠው ። ቍርባንም ፡ ያቅርብ ። (ዘሌ ፡
 ፮ ፡ ፩ - ፮) ።

፩ሺ፭፻፹ ወእመ ፡ ቦ ፡ ብእሲ ፡ እምደቂቀ ፡ እስራኤል ፡
 አው ፡ እምነኪራን ፡ እሰ ፡ ይነብሩ ፡ ግእከሌ
 ሆሙ ፡ ዘይበልሰ ፡ ምንተኒ ፡ እምደም ፡ አወርድ
 መዓትየ ፡ ላዕለ ፡ ይእቲ ፡ ነፍሰ ፡ እንተ ፡ በል
 ዓት ፡ ደመ ፡ ወእደመስላ ፡ እምሕዝባ ።

፩ሺ፭፻፹ ከእስራኤል ፡ ጆልች ፡ ወይም ፡ ከካከላቸው ፡
 ከሚኖሩ ፡ ልዩ ፡ ወገኖች ፡ ከደም ፡ ወገን ፡
 ምንም ፡ ምን ፡ የሚበላ ፡ ቢኖር ፡ ደም ፡ በበላ
 ች ፡ ሰውነት ፡ ላይ ፡ መዓቴን ፡ አወርዳለሁ ።
 ከወገኗም ፡ ለይቼ ፡ እጠፋታለሁ ። (ዘሌ ፡ ፲፯ ፡
 ፲ - ፲፭) ።

፩ሺ፭፻፹፩ ኢትከሥት ፡ ጎፍረተ ፡ እምከ ፡ ወኢ ፡ ጎፍረተ ፡
 ብእሲተ ፡ እቡክ ፡ አው ፡ ጎፍረተ ፡ እጎትክ ፡
 ወወለተ ፡ ወልድክ ፡ ወወለተ ፡ ወለትክ ፡ ወጎፍ
 ረተ ፡ ወለታ ፡ ለብእሲተ ፡ እቡክ ፡ ወእጎተ ፡
 እቡክ ፡ ወእጎታ ፡ ለእምከ ፡ ወዘላሲተ ፡ እጎ
 ወ ፡ እቡክ ፡ ወብእሲተ ፡ እጎክ ፡ ወብእሲተ ፡
 ወልድክ ፡ ወብእሲተ ፡ ወልዳ ። ወከማሁ ፡
 ወለተ ፡ ወልዳ ፡ ወወለተ ፡ ወለታ ፡ ወብእሲተኒ ፡
 ምስለ ፡ እጎታ ፡ እንተ ፡ ሀለወት ፡ በሕይወታ ፡
 ወዘላሲተኒ ፡ በገዜ ፡ ተከፋሃ ፡ ወኢትርኩስ ፡
 በብእሲተ ፡ ካልእክ ። ወተባዕትኒ ፡ ኢይስክብ ፡
 ምስለ ፡ ተባዕት ፡ ከመ ፡ ሰቢህ ፡ እንስት ፡ ወኢ
 ደርኩሱ ፡ ብእሲ ፡ ወኢ ፡ ብእሲት ፡ በምንተኒ ፡
 እምእንሰላ ።

፩ሺ፭፻፹፩ የእናትህን ፡ ጎፍረት ፡ እትግለጽ ። የእባት
 ህን ፡ ሚስት ፡ ጎፍረትም ፡ የእጎትህንም ፡ ጎፍ
 ረት ፡ የወንድ ፡ ልጅህን ፡ ሴት ፡ ልጅም ፡ የሴት ፡
 ልጅህን ፡ ሴት ፡ ልጅም ፡ የእባትህን ፡ የሚስት ፡
 ሴት ፡ ልጅ ፡ ጎፍረትም ፡ የእባትህንም ፡ እጎት ፡
 የእናትህን ፡ እጎት ፡ የእባትህን ፡ የወንድም ፡
 ሚስት ፡ የወንድምህን ፡ ሚስት ፡ የልጅዋንም ፡
 ሚስት ፡ እንደዚሁም ፡ የወንድ ፡ ልጅዋን ፡ ሴት
 ልጅ ፡ የሴት ፡ ልጅዋንም ፡ ሴት ፡ ልጅ ፡ ሴት
 ንም ፡ ከልጅዋ ፡ ጋራ ፡ በሕይወት ፡ ሳለች ፡ ሴት
 ንም ፡ በግዳጅዋ ፡ ጊዜ ፡ በጓደኛህም ፡ ሚስት ፡
 እትርከስ ፡ ሴተን ፡ እንደመተኛትም ፡ ወንድ ፡
 ከወንድ ፡ ጋራ ፡ ለደተና ። ወንድ ፡ ወይም ፡
 ሴት ፡ ከእንበላ ፡ ወገን ፡ በማናቸውም ፡ አያር
 ከሱ። (ዘሌ ፡ ፲፰ ፡ ፯ - ፳፫) ።

፩ሺ፭፻፹፪ ወእመ ፡ ተግጽዱ ፡ እከለ ፡ ግእረርከመ ፡

፩ሺ፭፻፹፪ የእዝመራችሁን ፡ እህል ፡ በምታጭዱበት ፡

አንቀጽ ፡ ፵፭ ።

ሰለ ፡ ብሉይ ፡ ሐዲስ ።

ኢትጠናቀቁ ፡ ፀጸደ ፡ እንዘ ፡ ተፀጽዶ ፡ ወኢት
እሪ ፡ ዘወድቀ ፡ እምኔሁ ፡ ወኢትግባእ ፡ እምድ
ጎሪ ፡ ቀሲመ ፡ ዓጸደ ፡ ወይንክ ፡ ወኢትእሪ ፡ ዘተ
ርፈ ፡ እሳ ፡ ጎድጎ ፡ ለነዳይ ፡ ወለግዩር ።

ጊዜ ፡ ስታጭዳ ፡ ማጨድን ፡ አትጠናቀቁ ።
(እጥርታችሁ ፡ አትጨዳ) ፡ ከእርሱ ፡ የወደቀ
ውንም ፡ አትልቀም ። ወይንህንም ፡ ከለቀምህ ፡
በኋላ ፡ አትመለስ ። የተረፈውንም ፡ አትል
ቀም ። ለደኃና ፡ ለስደተኛ ፡ ተወው ፡ እንጂ ።
ዘዳ ፡ ጽፅ ፡ ፲፱ - ፳፪) ።

፩ሺ፳፻፹፫ ወእነ ፡ እግዚአብሔር ፡ እምላክክሙ ፡ እሪ
ድዩክሙ ፡ ሠናዩ ፡ ወኢታቢት ፡ ዓስቦ ፡ ለዓሳብ ፡
ቡንቤክ ፡ እስክ ፡ ይጸብሕ ፡ ወኢትንብብ ፡ ሕሠ
መ ፡ ሳዕለ ፡ ጽሙም ፡ ወኢትደይ ፡ ዕቅፍተ ፡
ቅድመ ፡ ዕውር ፡ ወኢትጠዩር ፡ በዖፍ ፡ ወኢት
ትፋሰሱ ።

፩ሺ፳፻፹፫ እኔ ፡ ፈጣሪያችሁ ፡ እግዚአብሔር ፡ መልካ
ሙን ፡ እከፍላችኋለሁ ። የምንደኛን ፡ ደመወዝ ፡
እስኪነጋ ፡ ድረስ ፡ በእንተ ፡ ዘንድ ፡ አታሳድር ።
በደንቆር ፡ ላይ ፡ ክፉ ፡ ነገር ፡ አትናዢ ።
በዕውር ፡ ፊት ፡ እንቅፋት ፡ አትጨምር ። በዖ
ፍም ፡ አታሟርት ። አትዙሩም ።

፩ሺ፳፻፹፬ ወኢትግብሩ ፡ ቁናከግተ ፡ እምሥዕርተ ፡ ርእ
ስክሙ ፡ ወኢትላጸ ፡ መንፈቀ ፡ ሥዕርተ ፡ ርእ
ስክ ፡ ወኢትላጸዩ ፡ ስፍሐ ፡ ጽሕምክሙ ። ወእ
መቦ ፡ ዘሞተ ፡ ኢተሐንፍሱ ፡ ገጸክሙ ፡ ወመ
ላጼ ፡ ኢታቅርቡ ፡ ዲበ ፡ ሥጋክሙ ፡ ወኢትጎ
ትሙ ፡ እባለክሙ ፡ በመርፍዕ ፡ ወኢታዘምዋ ፡
ለወለትክ ፡ ወኢትሐር ፡ ኅበ ፡ ስብእ ፡ ሐረስ ፡
ወተአማርያን ፡ ወኢትትልውዎሙ ፡ ሰሰብእ ፡
ሥራይ ፡ እስመ ፡ እነ ፡ እግዚአብሔር ፡ እምላክ
ክሙ ፡ ዘአከምር ፡ ኅቡእ ።

፩ሺ፳፻፹፬ ከራሳችሁ ፡ ፀጥር ፡ ብርንጎ ፡ አትሠሩ ።
የራስ ፡ ፀጥርህን ፡ እኩሌታ ፡ አትላጭ ። የጢ
ማችሁንም ፡ ስፋት ፡ አትላጩ ። የሞተም ፡
ቢኖር ፡ ፊታችሁን ፡ አትንጨጩ ። ወይ ፡ ሥጋችሁ
ም ፡ ምላጭ ፡ አታቅርቡ ። ስውነታችሁንም ፡
በመርፈ ፡ አትነቀሱ ። ሴት ፡ ልጅህን ፡ አመን
ዝራ ፡ አታድርጉት ። ወደጥንቆላ ፡ ሰዎችና ፡
ወደባስለምልኮቶች ፡ አትሂድ ። የሥራይ ፡ ሰዎ
ችን ፡ (ሥራይ ፡ የሚያደርጉ ፡ ሰዎችን) ፡ አትከተ
ላቸው ። የተሰወረውን ፡ የማውቅ ፡ እኔ ፡ እግዚ
አብሔር ፡ ፈጣሪያችሁ ፡ ነኝና ።

፩ሺ፳፻፹፭ ወእክብሮ ፡ ለዘይልዛቅ ፡ እምኔክ ፡ ወኢታ
ሕሥሙ ፡ ሳዕለ ፡ ግዩር ፡ ዘየጎድር ፡ ውስተ ፡
ምድርክሙ ፡ ወይኩን ፡ ማእከሌክሙ ፡ ክመ ፡
፩ዱ ፡ እምኔክሙ ። ወኢትግብሩ ፡ ዐመፃ ፡ በው
ስተ ፡ ፍትሕ ፡ ወኢ ፡ በውስተ ፡ ምጣኔ ፡ ዘኑ
ልቀ ፡ ወኢ ፡ በመዳልው ፡ ወኢ ፡ በመስፈርት ፡
እሳ ፡ መዳልውከኒ ፡ ዘበጽድቅ ፡ ይኩና ፡ ወእእ
ባነ ፡ መዳልውከኒ ፡ ዘበጽድቅ ፡ ይኩና ፡ ወመስ
ፈርትከኒ ፡ ወጎሞርክኒ ፡ ዘበጽድቅ ፡ ይኩን
ክሙ ፡ እስመ ፡ ሬትዕ ፡ እነ ፡ እግዚአብሔር ፡
እምላክክሙ ።

፩ሺ፳፻፹፭ ከእንተ ፡ የሚሸመግለውንም ፡ አክብረው ።
በሀገራችሁ ፡ በሚኖር ፡ መጽተኛ ፡ ሳይ ፡ ክፉ ፡
ነገር ፡ አታድርጉ ። በመካከላችሁም ፡ ከእና
ንተ ፡ እንደ ፡ እንደ ፡ ይሁን ፡ በፍርድ ፡ ወይም ፡
በቀጥር ፡ ልክ ፡ በሚዛን ፡ ወይም ፡ በመሥራ
ሪያ ፡ ዓመፅን ፡ አታድርጉ ። ሚዛኖችዎ ፡ በእው
ነት ፡ ይሁኑ ፡ እንጂ ። የሚዛንዎ ፡ (የምትመዘን
ባቸው) ፡ ድንጋዮችም ፡ በእውነት ፡ ይሁኑ ።
መስፈሪያዎና ፡ ጎሞርህም ፡ በእውነት ፡ ይሁን
ላችሁ ። እኔ ፡ ፈጣሪያችሁ ፡ እግዚአብሔር ፡
ቅን ፡ ነኝና ። (ዘሌ ፡ ፲፱ ፡ ፱ - ፴፯) ።

፩ሺ፳፻፹፮ ወዘይክዑ ፡ ዘርእ ፡ ውስተ ፡ ብእሲት ፡ ንክ
ርት ፡ ዘእማእምንት ፡ ይትወገር ፡ በእብን ፡ ወዘ
ተዐወረ ፡ ኪያሁ ፡ እነ ፡ እደመሰሶ ።

፩ሺ፳፻፹፮ በአላመነች ፡ በባዕድ ፡ ሴት ፡ ውስጥ ፡ ዘርዕ ፡
ያፈሰሰ ፡ በደንጋይ ፡ ይወገር ። እርሱንም ፡ ቸል ፡
ያለውን ፡ እኔ ፡ ለጠገኖላሁ ። (ዘሌ ፡ ፳ ፡ ፱) ።

፩ሺ፳፻፹፯ ዘማዩ ፡ ዘማዩት ፡ ይትቀተሉ ፡ ከማሁ
ዘይሪክሰ ፡ በእንስሳ ፡ ብእሲሁ ፡ ይትቀተሉ ፡
ወእንስሳሁ ፡ ይትወገር ፡ መሠርይ ፡ ወተአ
ማኒ ፡ ይትቀተሉ ። ወኢታውስብ ፡ ብእሲተ ፡
ዘማዩተ ፡ ወኢ ፡ እንተ ፡ ደጎርዋ ። ወለተ ፡
ካዘን ፡ ሰእመ ፡ ዘመወት ፡ እስመ ፡ አስተጋፈ

፩ሺ፳፻፹፯ ዘማዩና ፡ ዘማዩት ፡ (አመንዝራና ፡ አመንዝራ
ዩት) ፡ ይገደሉ ። እንደዚሁም ፡ በከብት ፡ የረ
ከባ ፡ በውሃው ፡ ይገደሉ ። እንስሳውም ፡ ይወ
ገር ። መሠርይ ፡ በእርሱም ፡ የሚያምን ፡ ያገ
ደሉ ። (ዘሌ ፡ ፳ ፡ ፲ ፡ ፲፭ ፡ ፳፯) ። አመንዝራዩ
ተን ፡ ወይም ፡ የረታትን ፡ ሴት ፡ አታገዛ ። የዘ

አንቀጽ ፡ ፵፭ ።

ሰባ ፡ ብሉይና ፡ ሐዲስ ።

ረቶ ፡ ለእቡሃ ፡ ያውሰደዋ ፡ በእሳት ።

ሀን ፡ ሴት ፡ ልጅ ፡ ብትሰሰን ፡ እባቷን ፡ እሳፍራ
ዋለችና ፡ በእሳት ፡ ያቃጥሉዋት ።

፩ሺ፭፻፹፰ ወካህን ፡ ዘየዐቢ ፡ ኢይንጸ ፡ ሥዕርቶ ፡ ወኢ
ይሥጥጥ ፡ አልባሲሁ ፡ ላዕለ ፡ ዘሞተ ፡ ወኢያ
ውሰብ ፡ ዘአንበለ ፡ ድንግል ፡ እንተ ፡ እምነገዱ ።

፩ሺ፭፻፹፰ ታላቁ ፡ ካህን ፡ ለሞተ ፡ ሰው ፡ ጠጉናን ፡
እይንጭ ። ልብሱንም ፡ እይቅደድ ። ከነገዱ ፡
ከሆነች ፡ ድንግል ፡ በቀር ፡ እያግባ ።

፩ሺ፭፻፹፱ ወመበለተሰ ፡ አው ፡ እንተ ፡ ደኅርዋ ፡ እው ፡
እንተ ፡ ዘመወት ፡ ኢያውሰብ ፡ አሐተ ፡ አምኔ
ሆን ።

፩ሺ፭፻፹፱ ባል ፡ የሌላትን ፡ ወይም ፡ የፈታትን ፡
ወይም ፡ የሰሰነችውን ፡ ከእነዚህ ፡ እንዲቱን ፡
እያግባ ። (ዘሌ ፡ ፳፮ ፡ ፯ - ፲፭) ።

፩ሺ፭፻፺ ወዘሂ ፡ ቀርቦ ፡ ኅዘ ፡ ቅድሳት ፡ እንዘ ፡ ርኩሰ ፡
ውእቱ ፡ ትሠረው ፡ ይእቲ ፡ ነፍስ ፡ እምነቤያ ።
ወነሱ ፡ ዘእምባዕድ ፡ ዘመድ ፡ ኢይብላስ ፡ እም
ቅድሳት ፡ እስከ ፡ ፈላሲሁ ፡ ለካህን ፡ ወዓሳቡ ።

፩ሺ፭፻፺ ርኩሰ ፡ ሆኖ ፡ ሳለ ፡ ወደ ፡ ተቀደሰው ፡ የቀረ
በው ፡ ሰው ፡ ነፍስ ፡ ከእኔ ፡ ዘንድ ፡ ትጥፋ ።
እስከ ፡ ካህኑ ፡ መጻተኛ ፡ እስከ ፡ ምንደኛው ፡
ድረስ ፡ ከሌላ ፡ ወገን ፡ የሆነ ፡ ሁሉ ፡ ከመሥዋ
ዕት ፡ እይብላ ።

፩ሺ፭፻፺፩ ወዘሰ ፡ አጥረየ ፡ ካህን ፡ በንዋዩ ፡ ወዘሂ ፡
ተወልደ ፡ በቤቱ ፡ ይብልዑ ፡ እመባልዕቲሁ ።
ወወለተ ፡ ብእሲ ፡ ካህን ፡ ለአመ ፡ አውሰበት ፡
ብእሲ ፡ እምካልእ ፡ ዘመድ ፡ ኢትብላዕ ፡ እምዓ
ሥራት ፡ ዘቅድሳት ።

፩ሺ፭፻፺፩ ካህን ፡ በገንዘቡ ፡ የገዛው ፡ በቤቱም ፡ የተወ
ለደው ፡ ከሚባለው ፡ (ከመሥዋዕቱ) ፡ ይብሉ ።
የካህኑ ፡ ሴት ፡ ልጅ ፡ ከሌላ ፡ ወገን ፡ የሆነ ፡
ባል ፡ ብታገባ ፡ ለመሥዋዕት ፡ ከሚሆነው ፡
አሥራት ፡ አትብላ ። (ዘሌ ፡ ፳፪ ፡ ፫ - ፲፩) ።

፩ሺ፭፻፺፪ ወዘቦ ፡ ነውር ፡ ላዕሌሁ ፡ ኢታምጽኦ ፡
መባኢ ፡ እስመ ፡ ኢይሠጠወከመ ፡ ወነሱ ፡
ዓሥራተ ፡ አልሕምት ፡ ወአባግሰ ፡ ይኩን ፡ ዓሥ
ራዩ ፡ ቅዱስ ፡ ለእግዚአብሔር ።

፩ሺ፭፻፺፪ ነውር ፡ በላዩ ፡ ያለበትን ፡ መባዕ ፡ እድርጋ
ችሁ ፡ እታምጡ ። አልቀበላችሁምና ። ዩላም
ችና ፡ የበጎች ፡ አሥራት ፡ ሁሉ ፡ ለእግዚአብሔ
ር ፡ የተለየ ፡ አሥራት ፡ ይሁን ። (ዘሌ ፡ ፳፪ ፡
፲፰ - ፳፭) ።

፩ሺ፭፻፺፫ ትዳ ፡ ወነበቦ ፡ እግዚአብሔር ፡ ለሙሴ ፡ ወይ
ቤሎ ፡ በሎሙ ፡ ለካህናት ፡ ይባርክዎሙ ፡ ለሕ
ዝብ ፡ እንዘ ፡ ይቤሉ ፡ “ለይባርክ ፡ እግዚአብ
ሔር ፡ ወይዕቀብክ ፡ ወይብርሀ ፡ ገጸ ፡ ላዕሌክ ፡
ወይምሐርክ ፡ ወይሢም ፡ ፈቃዶ ፡ ኅዘክ ፡
ወየሀብክ ፡ ሰላመ ።” ወይቤሉ ፡ በሰምየ ፡ ላዕለ ፡
ይቁቀ ፡ እስራኤል ፡ ወእነሂ ፡ እባርክ ፡ ላዕሌ
ሆሙ ።

፩ሺ፭፻፺፫ ትዳ ፡ እግዚአብሔርም ፡ ለሙሴ ፡ እንዲህ ፡
ብሎ ፡ ነገረው ። ሕዝቡን ፡ እንዲህ ፡ እያሉ ፡
ይመርቋቸው ፡ ዘንድ ፡ ለካህናት ፡ ንገራቸው ።
እግዚአብሔር ፡ ይባርክህ ፡ ይጠብቅህም ። ፈቱ
ንም ፡ ያብራልህ ። ይቅርም ፡ ይበልህ ። ፈቃዱ
ንም ፡ በአንተ ፡ ያሳድር ። ሰላሙንም ፡ ይስጥህ ።
በእስራኤል ፡ ልጆች ፡ ላይ ፡ ስሜን ፡ ይናገሩ ።
እኔም ፡ በእነርሱ ፡ ላይ ፡ እባርካለሁ ። (ዘኀ ፡
፮ ፡ ፳፬ - ፳፯) ።

፩ሺ፭፻፺፬ ትሔ ፡ ወኢታንቀልቅል ፡ እምነ ፡ ትእዛዝ ፡
ዘነገሩክ ፡ መኳንንት ፡ ኢ ፡ ለየማን ፡ ወኢ ፡ ለፀ
ጋም ። ወኢታቅም ፡ ፩ደ ፡ ስግዕተ ፡ ሳዕለ ፡
ብእሲ ፡ በምንትኒ ፡ ግብር ፡ እምአበሳ ፡ ወስሕ
ተት ፡ አላ ፡ በስምዐ ፡ ፎቱ ፡ ወፎቱ ፡ ይቁም ፡
ነሱ ፡ ነገር ። ወለእመ ፡ ኮነ ፡ ስምዐ ፡ ፩ዱ ፡ በዐ
መዓ ፡ ላዕለ ፡ ብእሲ ፡ ለይትኅሠሁ ፡ መኳንንት ፡
ፈድፋድ ፡ ወይግበሩ ፡ ቡቱ ፡ በከመ ፡ ፈታደ ፡ ይ
ይግበር ፡ ላዕለ ፡ ካልኦ ።

፩ሺ፭፻፺፬ ትሂ ፡ መኳንንት ፡ ከነገሩህ ፡ ትእዛዝ ፡ ወደ
ቀኝ ፡ ወይም ፡ ወደግራ ፡ አትናወጥ ። ከበደልና ፡
ከለሕተት ፡ ወገን ፡ በማናቸውም ፡ ሥራ ፡ በለው
ላይ ፡ እንድ ፡ ምስክር ፡ እትጥራ ። ነገር ፡ ሁሉ ፡
በ፪ና ፡ በ፫ ፡ ምስክር ፡ ይጽና ፡ እንጂ ። እንድ ፡
ሰው ፡ በሰው ፡ ላይ ፡ በዓመዕ ፡ (በሐሰት) ፡ ምስ
ክር ፡ ቢሆን ፡ ዳኞች ፡ በጥብቅ ፡ መርምረው ፡
በሌላው ፡ ሊያደርግ ፡ እንደ ፡ ወደደ ፡ በእርሱ ፡
ያድርጉ ። (ዘዳ ፡ ፲፱ ፡ ፲፬ - ፳) ።

፩ሺ፭፻፺፭ ወአግብእ ፡ ዘጉዩ ፡ አምነበ ፡ አኑክ ፡ ወለ
እመ ፡ ኢኮነ ፡ እምአዝማዲክ ፡ አው ፡ ዘኢታኦ

፩ሺ፭፻፺፭ ከወንድምህ ፡ የጠፋውን ፡ መልሰላት ። ከዘ
መዶችህም ፡ ወገን ፡ ባይባዩን ፡ ወይም ፡ የማታ

አንቀጽ ፡ ፵፩ ፡

ምር ፡ እንብር ፡ ኅበ ፡ ማኅደርከ ፡ ወየሀሉ ፡ ኅቤከ ፡ እሰከ ፡ የኅሥም ፡ እኑከ ፡ ወታግብእ ፡ ኅቤሁ ፡ እንሰሳሁ ፡ ወልብሰ ፡ ወለኩሉ ፡ ጐያዪ ፡ እይደልወከ ፡ ከመ ፡ ትትዐወር ፡ በእንተአሁ ።

፩ሺ፭፻፺፮ አይልበሱ ፡ እደው ፡ እርእያ ፡ እንሰት ፡ ወእንሰትኒ ፡ እይልበሳ ፡ እርእያ ፡ እደው ፡ ወእያሀሉ ፡ ሥርዓተ ፡ እደው ፡ ላዕለ ፡ እንሰት ፡ ወእሥርዓተ ፡ እንሰት ፡ ላዕለ ፡ እደው ፡ እስመ ፡ ርኩስ ፡ ውእቱ ፡ ዝንቱ ።

፩ሺ፭፻፺፯ ግበር ፡ ተሥላሰ ፡ ሐፀር ፡ በቤትከ ፡ ወእትኅድግ ፡ መካነ ፡ ዘያወድተከ ፡ እምኔሁ ።

፩ሺ፭፻፺፰ ወለእመ ፡ ተረከበ ፡ ብእሲ ፡ ዘናሁ ፡ ሰረቀ ፡ ነፍሰ ፡ እምእኃዋሁ ፡ ወቀነያ ፡ እው ፡ ሤጣ ፡ ቅትሎ ፡ ለሰራቱ ።

፩ሺ፭፻፺፱ ወእምከመ ፡ ኮነ ፡ ተጻልኦ ፡ ማእከለ ፡ ሰብእ ፡ ያምጽእዎሙ ፡ ኅበ ፡ መኳንንት ፡ ከመ ፡ ይፍትሐ ፡ ማእከሌሆሙ ፡ ወያጽድቅዎ ፡ ለጻድቅ ፡ ወየዐምፅዎ ፡ ለዐማፂ ።

፩ሺ፭፻፺፻ ወሰእመ ፡ ይደልዎ ፡ ለዓማፂ ፡ ቅሥፊት ፡ ያሰከብዎ ፡ በከብዱ ፡ ወይቅሥፎ ፡ በቅድሜሁ ፡ በእምጣነ ፡ ኃጢአቱ ፡ ይቅሥፎ ፡ በኑልቄ ፡ ሳ ፡ ወእይወስኩ ፡ ላዕሌሁ ፡ ምንተኒ ።

፩ሺ፭፻፺፻፩ ወእትፍዕሞ ፡ እፉሁ ፡ ለላህም ፡ ሶበ ፡ ታከይድ ፡ እከለ ።

፩ሺ፭፻፺፻፪ ወዳግማዊሰ ፡ ሕግ ፡ በ ፡ እምኔሁ ፡ ዘይኤምር ፡ ኅበ ፡ ልዑላን ፡ ኅበ ፡ ኅርዮተ ፡ ፈቃዱ ፡ ለዘይፈቅድ ፡ ይኩን ፡ ፍጹመ ፡ ዘከመ ፡ ዐቂቤ ፡ ድንግልኅ ፡ በከመ ፡ ተነግረ ፡ በእንቀጽ ፡ ተዋሰበ ። ወዘከመ ፡ ገዲፈ ፡ ንዋይ ፡ ወመንኖቱ ፡ ፍጹመ ፡ ወገዲፈ ፡ ዓለም ፡ ወተሊወ ፡ ክርስቶስ ፡ ወምግባራቲሁ ፡ በእምጣነ ፡ ኅይሉ ፡ ለሥጋዊ ፡ በከመ ተነግረ ፡ በእንቀጽ ፡ መነኩሳት ።

፩ሺ፭፻፺፻፫ ወእምኔሁ ፡ ዘተነግረ ፡ ትእዛዙ ፡ ፍጹመ ፡ ዘከመ ፡ ገሥጸተ ፡ ኅይለ ፡ መዓት ፡ ወኅይለ ፡ ፍትወት ፡ ወእሠንዮ ፡ ለዘእሠንዮ ፡ ወለዘእሕሠመሂ ፡ ወኅዲገ ፡ አድልዎ ፡ ውሰተ ፡ እምልኮ ፡ በምጽዋት ፡ ወጸሎት ፡ ወጸም ፡ ውኅሂሠ ፡ መንግሥተ ፡ ሰማያት ፡ ዘየንተ ፡ ካልእኒሁ ፡ ወምሂርተ ፡ ሰብእ ፡ ምግባረ ፡ ትሩፋት ፡ ወገቤርዎ ፡

ሰለ ፡ ብሉይና ፡ ሐዲስ ።

ውቀው ፡ ቢሆን ፡ በቤትህ ፡ እኑረው ። ወንድምህ ፡ እስኪፈልገው ፡ ድረስ ፡ በእንተ ፡ ዘንድ ፡ ይኑር ። እንሰሳውንና ፡ ልብሱንም ፡ ትመልሰለታህ ። ሰለ ፡ ኮብላይም ፡ ሁሉ ፡ ቸል ፡ ልትል ፡ እይገባህም ።

፩ሺ፭፻፺፯ ወንዶች ፡ እንደ ፡ ሴቶች ፡ አይልበሱ ። ሴቶችም ፡ እንደ ፡ ወንዶች ፡ አይልበሱ ። የወንዶች ፡ ሥርዓት ፡ በሴቶች ፡ ላይ ፡ የሴቶችም ፡ ሥርዓት ፡ በወንዶች ፡ ላይ ፡ እይኑር ። ይህ ፡ ርኩስ ፡ ነውና ። (ዘዳ ፡ ፳፪ ፡ ፩ - ፮) ።

፩ሺ፭፻፺፰ በቤትህ ፡ ፫ ፡ ደረጃ ፡ እብጅ ። (፫ ፡ ቅጥር ፡ እብጅ) ፡ ከእርሱም ፡ የሚጥልህን ፡ ቦታ ፡ አትተው ። (ዘዳ ፡ ፳፪ - ፰) ።

፩ሺ፭፻፺፱ ከወንድሞቹ ፡ ወገን ፡ እነሆ ፡ ነፍስ ፡ የሰረቀ ፡ የገዛትም ፡ ወይም ፡ የሸጣት ፡ ሰው ፡ ቢገኝ ፡ ሌባውን ፡ ግደለው ። (ዘዳ ፡ ፳፬ ፡ ፯) ።

፩ሺ፭፻፺፻ በሰዎች ፡ መካከል ፡ ጠብ ፡ ቢሆን ፡ በመካከላቸው ፡ ይፈርዱ ፡ ዘንድ ፡ ወደዳኞች ፡ ያምጡቸው ። እውነተኛውን ፡ እውነተኛ ፡ ነህ ፡ ይበሉት ። በደለኛውንም ፡ በደለኛ ፡ ነህ ፡ ይበሉት ።

፩ሺ፭፻፺፻፩ ለዓመፀኛም ፡ ግርፋት ፡ ቢገባው ፡ በሆዱ ፡ ያስተኙት ። በፈቱም ፡ ይግረፈው ። በኃጢአቱ ፡ ልከ ፡ እርባ ፡ ቀጥር ፡ ይግረፈው ። ከእርባ ፡ በላይ ፡ ምንም ፡ እይጨምሩ ።

፩ሺ፭፻፺፻፪ እህል ፡ በምታበራይ ፡ ጊዜ ፡ የበሬውን ፡ አፍ ፡ አታፍን ። (ዘዳ ፡ ፳፭ ፡ ፩ - ፭) ።

፩ሺ፭፻፺፻፫ ሁለተኛው ፡ ሕግ ፡ ግን ፡ ፍጹም ፡ ይሆን ፡ ዘንድ ፡ የሚወድ ፡ ሰው ፡ ወደሚሻው ፡ ምርጫ ፡ ወደ ፡ ከፍተኞች ፡ የሚያመለከት ፡ ከእርሱ ፡ ወገን ፡ እለ ። ይኸውም ፡ በጋብቻ ፡ እንቀጽ ፡ እንደተነገረ ፡ ድንግልናን ፡ እንደመጠበቅ ፡ ገንዘብንም ፡ እንደመተውና ፡ ፈጽሞ ፡ እንደመናቅ ዓለምንም ፡ ትቶ ፡ ክርስቶስንና ፡ ሥራዎቹን ፡ በሥጋዊ ፡ ተፈጥሮ ፡ ኃይል ፡ ልከ ፡ እንደመከተል ፡ ያለ ፡ ነው ። በእንቀጽ ፡ መነኩሳት ፡ እንደተነገረ ። (ፍ ፡ ነ ፡ ፫፻፵፬ ፡ ፰፻፴) ።

፩ሺ፭፻፺፻፫ ከእርሱም ፡ ፈጽሞ ፡ የተነገረ ፡ ትእዛዙ ፡ የቁጣን ፡ ኅይልና ፡ የፍትወትን ፡ ኅይል ፡ እንደ ፡ መግታት ፡ ነው ። መልካም ፡ ለእደረገና ፡ ከፉም ፡ ለእደረገ ፡ መልካም ፡ ማድረግ ፡ በእምልኮ ፡ በምጽዋትና ፡ በጸሎት ፡ በጸምም ፡ ጊዜ ፡ አድልዎን ፡ መተው ፡ ስለሌላዎቹም ፡ ፈንታ ፡ መንግሥተ ፡ ሰማያትን ፡ መሻት ፡ ለሰዎችም ፡

እንቀጽ : ፵፩ ።

በቅድሚያው : ወትሮግሥት : ላዕለ : ምንዳበ. :
በሐዋሪ : ፍኖት : እንቀ : ታቦጽሕ : ውሰተ :
መንግሥተ : ሰማያት ። ወተኅብሎ : ላዕለ :
ተቀትሎ : በእንበለ : ገዚእ : እምሃይማኖተ :
ጽድቅ : በከመ : ተነግረ : በእንቀጽ : ሰማዕታት

፩ሺ፮፻፱ ቃለ : ወንጌል : ዘእግቴዎስ : ወንጌላዊ : በእ
ንተ : እግዚእን : ኢየሱስ : ክርስቶስ : ሎቲ :
ሰብሐት : ዘጅቲ : ወሶበ : ርእየ : እግዚእ : ኢየ
ሱስ : ብዙኃን : እሕዛበ : ዐርገ : ውስተ : ደብር :
ወነበረ : ወመጽኦ : እርዳሊሁ : ገቤሁ : ወከ
ሠተ : እፋሁ : እግዚእ : ኢየሱስ : ወመሀርሙ :
እንዘ : ደብል : ብፁዓን : ነዳያን : በመንፈስ :
እበመ : ሎሙ : ደእቲ : መንግሥተ : ሰማያት ።
ብፁዓን : እለ : ደላሕዉ : ደእዜ : እበመ : እሙ
ንቲ : ደትፈሥሐ : ብፁዓን : ትሑታን : እበመ
እሙንቲ : ደወርሰዋ : ለምድር ። ብፁዓን : እለ :
ይርጎቡ : ወይጸምኦ : በእንተ : ጽድቅ : እበመ :
እሙንቲ : ደጸግቡ ። ብፁዓን : መሓርያን :
እበመ : ሎሙኒ : ደምሕርዎሙ ። ብፁዓን : ንጹ
ሓን : ልብ : እበመ : እሙንቲ : ደሬእይዎ : ለእ
ግዚእብሔር ። ብፁዓን : ገባርያን : ሰላም :
እበመ : እሙንቲ : ውሉደ : እግዚእብሔር :
ይሰመዩ ። ብፁዓን : እለ : ደሰደዱ : በእንተ :
ጽድቅ : እበመ : ሎሙ : ደእቲ : መንግሥተ :
ሰማያት ። ብፁዓን : እንትሙ : ለበ : ደሰደዱ
ከሙ : ወይጸእሉከሙ : ወይዘነጉከሙ : ወይ
ነቡ : ዙሎ : እኩየ : በላዕሌከሙ : እንዘ : ደሐ
ስዉ : ዲቤከሙ : በእንተእየ : ተፈሥሐ : ወተ
ጎሠዩ : እበመ : ዐሰብከሙ : ዐቢይ : በሰማ
ያት : እበመ : ከግሁ : ሰደድዎሙ : ለነቢያት :
እለ : እምቅድሜከሙ ። ደብራሀ : ብርሃንከሙ :
በቅድመ : ሰብእ : ከመ : ደርእዩ : ምግባራተ :
ከሙ : ሠናዩ : ወደሰብሐዎ : ለእቡከሙ : ዘበ
ሰማያት ። ወዘስ : ይገብር : ወይሜሀር : ዐቢዩ :
ይሰመዩ : በመንግሥተ : ሰማያት ። እብለከሙ
ለእመ : ኢያፈድፈድከሙ : ጸዲቀ : እምጸሐ
ፍት : ወፈሪሳውያን : ኢትበውኦ : ውስተ :
መንግሥተ : ሰማያት ።”

፩ሺ፮፻፳ ዘፀቲ : ሰማዕከሙ : ዘተብሀለ : ለቀደምት :
ከሙ : ኢትቅትል : ነፍስ : ወለዘቀተለ : ነፍስ :
ይደሉ : ላዕሌሁ : ዙንኔ ። ወእንስ : እብለከሙ :

ስለ : ብሉይና : ሐዲስ ።

የትፋፋትን : ሥራ : ግለተማር : በፊቱም :
እርሱዋን : መሥራት : ወደ : መንግሥተ : ሰማ
ያት : የምታደርስ : መንገድን : በመሄድ : ጊዜ :
በችግር : ላይ : መታገሥ : በእንቀጽ : ሰማዕት :
እንደተነገረ : ከእውነተኛው : ሃይማኖት : ባለ
መመለስ : ለመሞት : መጨከን : ነው ። (ፍ :
ነ : ፯፻፵፩) ።

፩ሺ፮፻፳ ምላጋና : ደግባውና : ስለጌታችን : እየሱስ :
ክርስቶስ : ወንጌላዊ : ግቴዎስ : ከጸፈው : የወ
ንጌል : ቃል : ፳ ። ጌታ : ኢየሱስ : ብዙ : ሰም
ችን : ባዩ : ጊዜ : ከተራራ : ላይ : ወዋቶ : ተቀ
መጠ ። ደቀ : መዛሙርቱም : ወደእርሱ :
መጡ ። ጌታ : ኢየሱስም : ነገሩን : ጀመረ ። እን
ዲህም : እያለ : አስተማራቸው ። በመንፈስ :
ድሆች : የዮን : ብፁዓን : ናቸው ። መንግሥተ :
ሰማያት : የእነርሱ : ናትና ። ዛሬ : የሚያለቅሱ :
ብፁዓን : ናቸው ። ደስ : ይላችዋልና ። ትሑታን
ብፁዓን : ናቸው ። እነርሱ : ምድርን : ይወርሱ
ዋታልና ። ስለ : ጽድቅ : የሚራቡና : የሚጠሙ
ብፁዓን : ናቸው ። እነርሱ : ይጠግባሉና ።
ደቅር : የሚሉ : ብፁዓን : ናቸው ። እነርሱንም :
ይቅር : ይሏችዋልና ። ልበ : ንጹሐች : ብፁዓን :
ናቸው ። እነርሱ : እግዚአብሔርን : ያዩታልና ።
ሰላምን : የሚያደርጉ : ብፁዓን : ናቸው ። እን
ርሱ : የእግዚአብሔር : ልጆች : ይባላሉና ። ስለ :
ጽድቅ : የሚለደዱ : ብፁዓን : ናቸው ። መንግ
ሥተ : ሰማያት : የእነርሱ : ናትና ። ቢያላድዱ
ዋችሁ : ቢሰድቡዋችሁ : ቢነቅሩዋችሁ : ስለእ
ኔም : በእናንተ : ላይ : እየዋሹ : በላያችሁ :
ከፋን : ሁሉ : በናገሩም : ብፁዓን : ናችሁ ።
ዋጋችሁም : በሰማያት : ታላቅ : ነውና :
ራጽዋ : ደስ : ይበላችሁ ። ከእናንተ : አስቀ
ድዋ : የነበሩ : ነቢያትን : እንደዚሁ : እላድደ
ዋችዋልና ። ብርሃናችሁ : በሰዎች : ፊት : ደብ
ራ ። ሥራችሁን : እይተው : በሰማያት : ያለ :
አባታችሁን : ያመሰግኑት : ዘንድ ። የሚሠራ :
ግን : የሚያስተምርም : በመንግሥተ : ሰማ
ያት : ታላቅ : ይባላል ። ከጸሐፍትና : ከፈሪሳ
ውያን : ጽድቅን : ካላበለጠችሁ : ወደ : መንግ
ሥተ : ሰማያት : እትገዙም : እላችኋለሁ ።

፩ሺ፮፻፳ ዘ ። ለቀደሙት : ነፍስ : እትግደል : የተባለ
ውን : ሰምታችኋል ። ነፍስ : ለገደለም : ቅጣት :
ይገባዋል ። እኔ : ግን : እላችኋለሁ ። በወንድሙ

አንቀጽ : ፵፩ :

ሰለ : ብሉይና : ሐዲስ :

እሰመ : ኩሉ : ዘይትመዐሶ : ላዕለ : እኑሁ : በከ
ንቱ : ደለወ : ላዕሌሁ : ኩነኔ : ወዘይቤሎ : ለእ
ኑሁ : ርሱሕ : ዘፀርቅ : ደለዎ : ነውረ : ማኅ
በር : ወዘሂ : ይቤሎ : ለእኑሁ : ዓብድ : ደለዎ :
እሳተ : ገሃነም : ለእመ : እንተ : እምጸእከ :
መባእከ : ንበ : ምሥዋዕ : ወተዘከርከ : በሀየ :
ክመ : ሶ : እኑከ : ዘተኅየሰከ : ኅድግ : ሀየ :
መባእከ : ቅድመ : ምሥዋዕ : ወሐር : ቅድመ :
ወተዐረቅ : ምሰለ : እኑከ : ወእምዝ : ንቢእከ :
እብእ : መባእከ :

ላይ : በከንቱ : የሚቆጣ : ሁሉ : ቅጣት : ይገባ
ዋል : ወንድሙንም : ጨርቃም : ወራዳ : የሚ
ለው : የሸንጎ : ቅጣት : (ፍርድ) : ይገባዋል :
ወንድሙንም : ደንቆሮ : የሚለው : የገሃነም :
እሳት : ተገባው : መባዕህን : ወደምሥዋዕ :
ብታመጣ : ከዚያም : የተጣላህ : ወንድምህ :
እንዳለ : ብታሰብ : መባዕህን : ከዚያው : ከም
ሥዋዕ : ራት : ትተህ : ሂድና : አሰቀድመህ :
ከወንድምህ : ጋር : ታረቅ : ከዚህ : በኋላም :
ተመልሰህ : መባዕህን : እግባ :

፩ሺ፭፻፮ ሰማዕክሙ : ዘተብሀለ : ሰቀደምት : ኢትዘ
ምዉ : ወእንሰ : እብለክሙ : ኩሉ : ዘርእያ :
ሰብእሲት : ወፈተዋ : ዘመወ : ባቲ : በልቡ :
ተብሀለ : ዘይድገራ : ሰብእሲቱ : የሀብ : ላቲ :
መጽሐፈ : ኅዳጋቲሃ : ወእንሰ : እብለክሙ :
ዘይድገራ : ሰብእሲቱ : ዘእንበለ : ነገረ :
ዝሙት : ለሊሁ : ረሰያ : ዘማዊተ : ወዘሂ : እው
ሰበ : ኅድግተ : ናሁ : ዘመወ :

፩ሺ፮፻፮ ሰቀደሙት : እትሰሰኑ : የተባለውን : ሰምታች
ኋል : እኔ : ግን : እላችኋለሁ : ሴትን : አይቶ :
የወደዳት : ሁሉ : በልቡ : አመነዘርባት : ሚሰ
ቲን : የሚፈታ : ሰው : የፍችዋን : ደብዳቤ : ይሰ
ጣት : ተባሰ : እኔ : ግን : እላችኋለሁ : ያለዝ
ሙት : ነገር : ሚሰተን : የሚፈታ : ሰው : ራሱ :
አመንዝራ : እደረጋት : የተፈታችዋንም :
ያገባ : እነሆ : እመነዘረ :

፩ሺ፮፻፹ ወካዕበ : ሰማዕክሙ : ዘተብሀለ : ሰቀደምት :
ኢትምሐል : በሐሰት : ወእግብእ : ሰእግዚእብ
ሔር : መሐላክ : ወእንሰ : እብለክሙ : ኢትም
ሐሉ : ግሙራ : ኢ : በሰማይ : እሰመ : መንበሩ :
ሰእግዚእብሔር : ውእቱ : ወኢ : በምድር :
እሰመ : መክየደ : እገራሁ : ይእቱ : ወኢ : በኢ
የሩሳሌም : እሰመ : ይእቱ : ሀገሩ : ለንጉሥ :
ዐቢይ : ወኢትምሐል : በርእሰከ : እሰመ : እይ
ትከሀለከ : ትግበር : እሐተ : እምሥዕርተ : ርእ
ሰከ : ኢጸዓዳ : ወኢጸሊመ : እላ : ይኩን : ቃል
ክሙ : እመኒ : እው : እው : ወእመኒ : እልቦ :
እልቦ : ወዘፈድፈደ : እምዝንቱ : እምእኩይ :
ውእቱ :

፩ሺ፮፻፹ ዳግመኛም : ሰቀደሙት : የተባለውን : ሰምታ
ችኋል : በሐሰት : እትማል : መሐላህንም :
ሰእግዚእብሔር : መልሰ : እኔ : ግን : እላችኋ
ለሁ : ከቶ : እትማሉ : በሰማይም : በሆን :
የእግዚእብሔር : ዙፋን : ነውና : በምድርም :
በሆን : የእግሩ : መረገጫ : ናትና : በእየሩሳሌ
ምም : በሆን : የታላቁ : ንጉሥ : እገር : ናትና :
በራሰህም : እትማል : ከራሰህ : ጠጉር : እንዲ
ቲን : ነጭ : ወይም : ጥቁር : ልታደርግ : እትች
ልምና : ነገራችሁ : እዎን : አዎን : ወይም :
አይደለም : አይደለም : ይሁን : እንጂ : ከዚ
ህም : የበዛው : (የወጣ) : ከክፉ : ወገን : ነው :

፩ሺ፮፻፺ ሰማዕክሙ : ዘተብሀለ : ዓይን : ቤዛ : ዓይን :
ወሰን : ቤዛ : ሰን : ወእንሰ : እብለክሙ : ኢት
ትቃወምዎ : ለእኩይ : በእኩይ : ግሙራ : ወሰ
ዘሂ : ጸፍዐከ : መልታሕቴከ : ዘየማን : ሚጥ :
ሎቱ : ካልእታሂ : ወለዘሂ : ፈቀደ : ይትገገልከ
ልብሰከ : ኅድግ : ሎቱ : ክዳነከሂ : ወለዘሂ :
ዐበጠከ : ፩ደ : ምዕራፈ : ሔር : ምሰሌሁ : ፪ተ :
ምዕራፈ : ምዕራፍ : ብሂል : ብጽሐተ : እንሥእ
ንጸሬ : ወለዘሰእለከ : ሀቦ : ወለዘፈቀደ : ይት
ለቃሕ : እምኔከ : ኢትክልእ : ሰማዕክሙ :
ዘተብሀለ : እፍቅር : ቢጸከ : ወጽላእ : ጸላእከ :
ወእንሰ : እብለክሙ : እፍቅሩ : ጸላእተክሙ :

፩ሺ፮፻፺ ሰቀደሙት : የተባለውን : ሰምታችኋል :
ዓይን : የዓይን : ቤዛ : ነው : ጥርሰም : የጥርሰ :
ቤዛ : ነው : እኔ : ግን : እላችኋለሁ : ክፉውን :
በክፉ : ከቶ : እትቃወሙት : ቀኝ : ራትህን :
በጥፊ : ለመታህ : ሁለተኛዋንም : መልሰሰት :
እጀጠባብህን : ሊቀማህ : ለወደደም : መጎናጸ
ፈያህን : ተውለት : እንድ : ምዕራፍ : ቢመ
ልሰልህ : (ቢወሰድህ) : ሁለት : ምዕራፍ : ከእ
ርሱ : ጋር : ሂድ : ምዕራፍ : ማሰት : ማየትን :
ማንሣት : የሚደርሰበት : ነው : (የዓይን : አሱተ
ያየት : የሚደርሰበት : ነው) : ለሰመነህም :
ሰጠው : ከእንተ : ሊበደር : የሚሻውን : እት

አንቀጽ : ፵፭ ።

ወደጎርዎሙ : ለእለ : ይረግሙክሙ : ወአሠ
ንዩ : ለእለ : ይጸልኩክሙ : ወጸልዩ : ዲበ : እለ
ይትዳገሉክሙ : ወይሰድዱክሙ : ወያቴክዙ
ክሙ : ከመ : ይኩኑ : ውሉዶ ለእቡክሙ : ዘበ
ሰማያት ። እስመ : ውእቱ : ያሠርቅ : ፀሐዩ :
ላዕለ : ኄራን : ወእኩያን : ወያዘንም : ዝናመ :
ላዕለ : ጸድቃን : ወዐማዕያን : ኩኑ : እንት
ሙኒ : ፍጹማን : ከመ : እቡክሙ : ሰማያዊ :
ፍጹም : ውእቱ ።

፩ሺ፳፻፱ ርእዩ : እ.ትግበሩ : ጽድቀክሙ : በቅድመ :
ሰብእ : ከመ : ይርእዩክሙ : እመ : እኮሰ :
ዓሰብ : እልብክሙ : ቡነበ : እቡክሙ : በሰማ
ያት ። ወሶበሂ : ትጸልዩ : እ.ትኩኑ : ከመ : መደ
ልዋን : እማን : እብለክሙ : ከመ : እሙንቲ :
ነሥእ : ዕሄቶሙ : ወሠለጡ : ዓሰቦሙ ። ወሶ
በሂ : ትጸውሙ : እ.ትቀጽጽ : ገጸክሙ : ከመ :
መደልዋን ።

፩ሺ፳፻፲ እ.ትዝግቡ : ለክሙ : መዝገበ : በውስተ :
ምድር : ዳእሙ : በውስተ : ሰማያት : ውነበ :
ሀሎ : መዝገብክሙ : ዘዩ : ይሂሉ : ልብክሙ ።
እይክል : ፩ዱ : ገብር : ተቀንዮ : ለ፪ቲ : እጋእ
ዝት : እ.ትክሉኬ : ተቀንዮ : ለእግዚእብሔር :
ወለንዋዩ ። ኅሡ : ቅድመ : መንግሥተ : እግዚ
እብሔር : ወጽድቆ : ወዝንቲሰ : ነሉ : ያትዌ
ሰክክሙ ። እ.ተሐልዩ : ለኔሠም : እሰመ : ኔሠ
ምሰ : ትሔሊ : ለርእሳ : ወዩእክላ : ለዕለት :
እከዩ ።

፩ሺ፳፻፲፩ እ.ትኩንኑ : ከመ : እ.ትትኩንኑ : ቅድመ :
እውዕእ : ሠርዌ : እምዓይንክ : ወይእተ : ጊዜ :
ትጸጽር : ከመ : ታውዕእ : ሐሠረ : ዘውስተ :
ዓይነ : በጽክ ። እ.ተሀቡ : ቅድሳተ : ለክላባት :
ሰእሉ : ወይትወሀበክሙ : ኅሡ : ወትረክቡ :
ጉድጉዱ : ወይትረጎው : ለክሙ ። በከመ :
ትፈቅዱ : ይግበሩ : ለክሙ : ሰብእ : ግበሩ :
ሎሙ : እንትሙሂ : እሰመ : ከመዝ : ውእቱ :
ኦሪትሂ : ወነበይትሂ ። ባኡ : እንተ : ጸባብ :
አንቀጽ : እንተ : ትወስድ : ውስተ : ሕይወት :
እሰመ : ሰፍሕት : ይእቲ : ለሐዋር : ወፍኖትሰ :
ርኅብት : ይእቲ : እንተ : ትወስድ : ውስተ :
ነጉል ። ተዓቀቡ : እንከ : እምሐሳውያን : ነቢ
ያት : እሰ : ይመጽኡ : ኅበክሙ : በእልባሰ :

ሰለ : ብሉይና : ሐዳስ ።

ከልክለው ። ዓደኛህን : ውደድ : ጠላትህንም :
ጥላ : የተባለውን : ሰምታችኋል ። እኔ : ግን :
እላችኋለሁ ። ጠላታችሁን : ውደዱ ። የሚረግ
ሙእችሁንም : መርቋቸው ። ለሚጠሉእችሁም
መልካም ። እድርጉ ። ለሚቀሙእችሁና : ለሚ
ያባርሯችሁ : ለሚያሳዝኑእችሁም : ጸልዩ ።
ለሰማያት : እባታችሁ : ልጆቹ : ትሆኑ : ዘንድ :
እርሱ : ለደጎችና : ለክፉዎች : ፀሐይን : ያወጣ
ልና ። ዝናምንም : ለጸድቃንና : ለዓመፀኞች :
ያዘንማልና ። ሰማያዊ : እባታችሁ : ፍጹም :
እንደሆነ እናንተም : ፍጹማን : ሁኑ ።

፩ሺ፳፻፲ ያዩላችሁ : ዘንድ : ጸድቃችሁን : በሰዎች :
ፊት : እንዳታደርጉ : እዩ ። ያለዚያሰ : በሰማ
ያት : ዋጋ : የላችሁም : በምትጸልዩበትም : ጊዜ :
እንደ : ግብዞች : እትሁኑ ። እነርሱ : ዋጋቸውን
እንደ : ወለዱ : ዋጋቸውንም : እንደጨረሱ :
እውነት : እላችኋለሁ ። በምትጸሙም : ጊዜ :
እንደ : ግብዞች : ፊታችሁን : እትቋጥሩ ።

፩ሺ፳፻፲ በሰማያት : እንጂ : በምድር : ለእናንተ : ድል
ብን : እታድልቡ ። ድልባችሁ : ካለበት : ዘንድ
ከዚያ : ልባችሁ : ይኖራል ። እንድ : ባሪያ : ለሁ
ለት : ጌቶች : መገዛት : እያችልም ። ለእግዚእ
ብሔርና ለገንዘብ : መገዛት : እትችሉም ። እሰ
ቀድማችሁ : የእግዚእብሔርን : መንግሥትና :
ጽድቁን : ሹ ። (ፈልጉ) : ይህ : ሁሉ : ግን : ይጨ
መርላችኋል ። ለነገ : እታሰቡ ። ነገ : ለራሱዋ :
ታስባላችና : ለዕለትም : ከፋቷ : ይበቃታል ።

፩ሺ፳፻፲፩ እንዳይፈረድባችሁ : አትፍረዱ ። እሰቀድ
መሀ : ከዓይንዘ : ጉድፍን : እውጣ ። ያን :
ጊዜ : በባልንጀራህ : ዓይን : ያለውን : ጉድፍ :
ለማውጣት : ታያለህ ። የተቀደሰውን : ለው
ሾች : አትሰጡ ። ለምኑ : ያሰጣችኋልም ። ሹ :
(ፈልጉ) : ታነኙማላችሁ ። ደጅ : ምቲ : ያከፈትላ
ችኋልም ። ሰዎች : ሊያደርጉላችሁ : እንደምት
ወዱ : እናንተም : እድርጉላቸው ። ኦሪትም :
ነቢያትም : እንደዚሁ : ነውና ። ወደ : ሕዩ
ወት : በምትወስደው : በጠባብ : በር : ግቡ ።
ለመሄድ : ሰራ : ናትና ። ወደጥፋት : የምትወስ
ደው : መንገድ : ግን : ሰፊ : ናት ። የበግ : ልብ
ሰን : ለብሰው : ወደ : እናንተ : ከሚመጡ : ከሐ
ሰተኞች : ነቢያት : ተጠበቁ ። በውስጣቸው :

አንቀጽ : ፵፭ =

ሰለ : ዘሉይና : ሐዲስ =

አባጣዕ : ወእንተ : ውሰጠሙሰ : ተኮላት : መሠጥ : ወእምፍሬሆሙ : አእምርዎሙ =

ግን : ነጣቁዎች : ተኮላዎች : ናቸው : ከፍሬዎ ችውም : የተነሣ : ሰውቋቸው =

፩ሺ፮፻፲፪ እኩ : ኮሎ : ዘይብለኒ : እግዚአ : እግዚአ : ዘይብውእ : ውስተ : መንግሥተ : ሰማያት : እላ : ዘይገብር : ፈቃድ : ለእቡየ : ዘበሰማያት = እብለክሙ : ከመ : ኮሎ : ቃል : ዘይገብብ : ቦቱ : ሰብእ : ዕሩዐ : ያገብኡ : ቃለ : ተሠጥዎ : ዘእንፋእሁ : በዕለተ : ደይን : ወኮሎ : ዘይገብር : ሥምረቶ : ለእቡየ : ዘበሰማያት፤ ውእቱ : እጉየኒ : ወእንተየኒ : ወእምየኒ = ኢይብለክ : እስክ : ፯ቱ : ጊዜያት : ሥረይ : ለእኩክ : እላ : ሰብዓ : ጊዜያተ : በበሰብዕ = ዘይፈቅድ : ይኩን : ዐቢየ : በውስቱትክሙ : ይኩን : ላእክ : ወዘይፈቅድ : እምእክሙ : ይኩን : ሊተ : ይኩንክሙ : ገብረ : አማን : እብለክሙ : እመ : እተመየጥክሙ : ወእኩንክሙ : ከመዘ : ሕፃን : እትበውእዋ : ለመንግሥተ : ሰማያት : ወዘሃ : ተትሕተ : ከመ : ዝንቱ : ሕፃን : ዐቢይ : ውእቱ : በመንግሥተ : ሰማያት : አማን : እብለክሙ : ለእመ : ብክሙ : ሃይማኖት : ወእናፈቅሙ : ሰበ : ትቤልዎ : ለዝንቱ : ደብር : ፍልስ : ውስተ : ባሕር : ይክውን : በከመ : ነበብክሙ = ወለኮሎ : ዘትስእልዎ : በጸሎት : ወበሃይማኖት : ትረክብዎ =”

፩ሺ፮፻፲፪ እቡቱ : እቡቱ : የሚለኝ : ሁሉ : ወይመንግሥተ : ሰማያት : የሚገባ : እይይለም = በሰማያት : ያለ : የእባቱን : ፈቃድ : የሚፈጽም : ነው : እንጂ = (ማቱ : ፭ - ፯) = ሰው : በዋዘኛነት : በሚናገረው : ቃል : ሁሉ : በፍርድ : ቀን : ስለእርሱ : የመልሱ : ቃል : እንዲመልሱለት : እንግራችኋለሁ = በሰማያት : ያለ : የእባቱን : ፈቃድ : የሚይደርግ : ሁሉ : ወንድሜ : እላቱም : እናቱም : እርሱ : ነው = (ማቱ : ፲፪ : ፴፮ = ፴፱ - ፵) = ለወንድምዘ : እስክ : ፯ : ጊዜ : ይቅር : በል : አልልዘም = በየሰባቱ : ፸ : ጊዜ : ነው : እንጂ = (ማቱ : ፲፰ : ፳፩ - ፳፪) = በእናንተ : ውስጥ : ታላቅ : ሊዎን : የሚወድ : አገልጋይ : ይሁን = ከእናንተም : እሊቃ : ሊዎን : የሚወድ : ባሪያ : ይሁናችሁ = እውነት : እላችኋለሁ : ተመልሳችሁ : እንደዚህ : ሕፃን : ካልሆናችሁ : መንግሥተ : ሰማያትን : አትገቡእትም = (ማር : ፱ : ፴፫ - ፴፮) = እውነት : እላችኋለሁ = ሃይማኖት : ካላችሁ : ካልተጠራጠራችሁም : ይዘን : ተራራ : ወደባሕር : ፍልስ : ብትሱት : እንደተናገራችሁ : ይሆናል = በጸሎትና : በሃይማኖት : የምትለምኑትን : ሁሉ : ታገኙታላችሁ = (ማቱ : ፳፩ : ፳፩ - ፳፪) =

፩ሺ፮፻፲፫ ማርቆስ : ዘ፲ወጃቱ : “ ወእሉ : እሙንቱ : እለውስተ : ሦክ : ተዘርኡ : እሙንቱ : እለ : ይሰምዑ : ቃለ : ወይመውዎሙ : ጸሕቀ : ዝንቱ : ዓለም : ወብዕል : ሰፍጠት : ወኮሎ : ፍትወታት : እንተ : ባቱ : የሐውሩ : ወየሐንቅዎ : ሰቃል : ወእይፈሪ : በላዕሊዎሙ = አልበ : ንበእ : ዘእይትከሙት : ወእልበ : ክቡት : ዘእያስተርእ =”

፩ሺ፮፻፲፫ ማርቆስ : ፲፪ = በእሾዛ : ውስጥ : የተዘሩ : እሊዛ : ናቸው = ትምህርትን : ሰምተው : የዚህ : ዓለም : እላብ : እታላዩት : ብዕልም : የሚኖሩባት : ምኞትም : (ፍትወትም) : ሁሉ : ድል : የሚነሣቸው : ናቸው = ትምህርቱንም : ያንቁታል = በላያቸውም : አይፈራም = (ማር : ፱ : ፲፰ - ፳) = የማይገለጽ : ስውር : የሰም = የማይታይም : ሽሽግ : የለም = (ሉቃ : ፲፪ : ፪) =

፩ሺ፮፻፲፬ ሉቃስ : ዘ፲ወጃቱ : “ እሉ : ለክሙ : እብዕልት እስመ : ሠለጥክሙ : ዓስበክሙ = አሉ : ለክሙ እለ : ትጽግቡ : ይእዜ : እስመ : አንትሙ : ትርኅቡ = አሉ : ለክሙ : እለ : ትስሕቁ : ይእዜ : እስመ : እንትሙ : ትበክዩ : ወተነዝኑ = እሉ : ለክሙ : ሰበ : ይብሉ : ኮሎ : ሰብእ : ቃለ : ሠናየ : ላዕሊክሙ : እስመ : ከማሁ : ረሰደዎሙ ሰአበዋክሙ : ነበያት : ሐሳውያን =

፩ሺ፮፻፲፬ ሉቃስ : ፲፰ = ባለጸጎች : ወየላችሁ = ዋጋችሁን : ጨርሳችኋልና = ዛሬ : የምትጠግቡ : ወየላችሁ = እናንተ : ትራባላችሁና = ዛሬ : የምትስቁ : ወየላችሁ = እናንተ : ታለቅሳላችሁና = ታዝኑማላችሁ = ሰዎች : በእናንተ : ላይ : መልካም : ነገር : ባወሩ : ጊዜ : ወየላችሁ = ሐሰተኞች : ነበያት : አባቶቻችሁን : እንደዚህ አድርገዋቸዋልና = (ሉቃ : ፮ : ፳፱ - ፳፯) =

፩ሺ፮፻፲፭ ዘ፴ወጃቱ : እትትፈሥሑ : በዝ : እስመ : እጋንንት : ይገንዩ : ለክሙ : ተፈሥሑሰ : እስመ :

፩ሺ፮፻፲፭ ፴፰ = በዚህ : ደስ : እይባላችሁ = እጋንንት : ይዝቡላችኋልና = ነገር : ግን : ደስ : ይብላችሁ =

ተጽሕፈ፡ አሰማተከሙ፡ በሰማያት ።

፩ሺ፳፻፲፮ ዘሃወፀቱ፡ ወሶበ ፡ ይጾውዑከ ፡ ውሰተ ፡ ምሳሕ ፡ ሐር ፡ ወርፍቅ ፡ ውሰተ ፡ ዘይቱሐት ፡ ምርፋቅ ፡ እሰመ ፡ ነሱ ፡ ዘአልዐለ ፡ ርእሶ ፡ ዮነ ሥር ፡ ወዘአትሐተ ፡ ርእሶ ፡ ይከብር ። ወሶበ ፡ ትግብር ፡ በዓለ ፡ እው ፡ ምሳሐ ፡ እትጸውዕ ፡ እዕርከተከ ፡ ወአኃዊከ ፡ ወማገረረከ ፡ ወአዘማ ዲከ ፡ ወአግዋረከ ፡ አብዕልተ ፡ ከመ ፡ ለእመ ፡ ቦ ፡ ሶበ ፡ ይጾውዑከ ፡ እሙንተኒ ፡ ካዕበ ፡ ይከ ውነከ ፡ ፍዳ ፡ በኃቤሆሙ ። ወባሕቱ ፡ ሶበ ፡ ትግ ብር ፡ በዓለከ ፡ ጸውዕ ፡ ነዳያነ ፡ ወጽኑሳነ ፡ ወመ ሃኑዓነ ፡ ወዕዉራነ ፡ ወብፁዕ ፡ አንተ ፡ እሰመ ፡ እልቦሙ ፡ ዘይፈድዩከ ፡ ወትትዐሠይ ፡ ባሕቱ ፡ አመ ፡ ትንግኤ ፡ ጸድቃን ።”

፩ሺ፳፻፲፮ ዮሐንስ ፡ ዘኔቱ ፡ ዘኢተወልደ ፡ አማይ ፡ ወእ መንፈስ ፡ ቅዱስ ፡ ኢይክል ፡ በዊእ ፡ ውሰተ ፡ መንግሥተ ፡ ሰማያት ። ወአንትሙሰ ፡ ትብሉኒ ፡ ሊቅነ ፡ ወእግዚእነ ፡ ወሠናየ ፡ ትቤሉ ፡ አሰመ ፡ ከማሁ ፡ እነ ፡ ሊቅከሙ ፡ ወአግዚእከሙ ፡ ወእ መሰ ፡ እነ ፡ ሊቅከሙ ፡ ወእግዚእከሙ ፡ ነዋ ፡ ሐፀብኩ ፡ እገሪከሙ ፡ ወከማሁ ፡ እንትሙኒ ፡ ይይልወክሙ ፡ ትሕዕቡ ፡ አግረ ፡ ቢጽከሙ ፡ እሰመ ፡ አርአያየ ፡ ወሀብኩክሙ ።” ዘሮሚ ፡ ፲ ወ፳ቱ ፡ “ብፁዕ ፡ ብእሲ ፡ ዘኩነና ፡ ለነፍሱ ፡ በዘተውሀቦ ፡ አእምሮ ።”

፩ሺ፳፻፲፰ ዘቆሮንቶስ ፡ ኛቱ ፡ ወለእመቦ ፡ ዘይሰመይ ፡ እምኔክሙ ፡ እንወ ፡ ወኮነ ፡ ዘማዌ ፡ አው ፡ ተዓ ጋሌ ፡ እው ፡ መምለኬ ፡ ጣዖት ፡ እው ፡ ጸእሌ ፡ አው ፡ ሰካራ ፡ አው ፡ ሀያዴ ፡ ኢትትሐወልዎ ፡ በመብልዕ ።

፩ሺ፳፻፲፱ ዘኔቱ ፡ ወለምንትኑ ፡ እትትገፍዑ ፡ ወለምን ትኑ ፡ ኢትትዐደዱ ፡ ወባሕቱ ፡ እንትሙ ፡ ትግ ፍዑ ፡ ወተሀይዱ ፡ ካዕበ ፡ አኃዊከሙ ፡ ኢተ አምሩኑ ፡ ከመ ፡ በማዕያን ፡ ኢይመርሰዋ ፡ ለመ ንግሥተ ፡ እግዚአብሔር ፡ ኢይሰሕተክሙ ፡ ኢ ዘማውያን ፡ ወእ ፡ እለ ፡ ያመልኩ ፡ ጣዖተ ፡ ወእ ፡ እለ ፡ የሐውፒዎሙ ፡ ወእ ፡ አለ ፡ የሐ ውሩ ፡ ተባዕተ ፡ ወእ ፡ ተዓጋልያን ፡ ወእ ፡ ሰሪ

ሰማችሁ፡ በሰማይ፡ ተጽፏልና። (ሉቃ፡ ፲፡ ፳) ።

፩ሺ፳፻፲፮ ፶፬ ። ወይምሳ ፡ በጠሩሀም ፡ ጊዜ ፡ ሂደህ ፡ ከዝ ቅተኛ ፡ መቀመጫ ፡ ተቀመጥ ። ራሱን ፡ ከፍ ፡ ከፍ ፡ ያደረገ ፡ ሁሉ ፡ ይዋረዳልና ። ራሱንም ፡ ዝቅ ፡ ዝቅ ፡ ያደረገ ፡ ይከብራልና ። በዐል ፡ ወይም ፡ ግብዣ ፡ በአደረግህ ፡ ጊዜ ፡ ወዳጆች ህንና ፡ ወንድሞችህን ፡ እማሾችህንም ፡ ዘመዶ ችህንና ፡ ኅረቤቶችህን ፡ ባለጸጎችንም ፡ አት ጥራ ። ምናልባት ፡ እነርሱም ፡ በጠሩህ ፡ ጊዜ ፡ በእነርሱም ፡ ዘንድ ፡ ደግሞ ፡ ብድራት ፡ ይሆን ሃል ። ነገር ፡ ግን ፡ በዓል ፡ በምታደርግበት ፡ ጊዜ ፡ ድጥችንና ፡ ችግሮችን ፡ ኅባጣችን ፡ ዕውሮችንም ፡ ጥራ ። ብፁዕም ፡ ትሆናለህ ። የሚከፍሉት ፡ የላቸውምና ። በጸድቃን ፡ ትን ሣኤ ፡ ጊዜ ፡ ዋጋህን ፡ ታገኛለህ ፡ እንጂ ። (ሉቃ ፲፬ ፡ ፲፪ - ፲፮) ።

፩ሺ፳፻፲፮ ዮሐንስ ፡ ፮ ። ከውሀና ፡ ከመንፈስ ፡ ያልተወ ለደ ፡ ወደ ፡ መንግሥተ ፡ ሰማያት ፡ መግባት ፡ እይችልም ። (ዮሐ ፡ ፫ ፡ ፮) ። እናንተሰ ፡ እለቃ ችንና ፡ ጌታችን ፡ ትሉኛላችሁ ። መልካምም ፡ ትላላችሁ ። እንደዚሁ ፡ እኔ ፡ አለቃችሁና ፡ ጌታችሁ ፡ ነኝና ። እነሆ ፡ አግራችሁን ፡ አጠ ብሁ ። እንደዚሁም ፡ እናንተ ፡ የባልንጀራች ሁን ፡ እግር ፡ ልታጥቡ ፡ ይገባችኋል ። ምሳሌ ዩን ፡ ሰጥቻችኋለሁና ። (ዮሐ ፡ ፲፫ ፡ ፲፫ - ፲፮) ። ሮሚ ፡ ፲፰ ። በተሰጠው ፡ አእምሮ ፡ ሰውነቱን ፡ የቀጣት ፡ ሰው ፡ ብፁዕ ፡ ነው ። (ሮሚ ፡ ፲፬ ፡ ፳፪) ።

፩ሺ፳፻፲፰ ቆሮንቶስ ፡ ፮ ። ከእናንተ ፡ ወገን ፡ ወንድም ፡ የሚባል ፡ ቢኖር ፡ ዘማዌ ፡ ወይም ፡ ቀማኛ ፡ ወይም ፡ ጣዖት ፡ የሚያመልክ ፡ ወይም ፡ ተሳ ዳቢ ፡ ወይም ፡ ሰካራም ፡ ወይም ፡ ነጣቀ ፡ ቢሆን ፡ በመብል ፡ ጊዜ ፡ አትቀላቀሉት ። (፩ ቆሮ ፡ ፮ ፡ ፲፩ - ፲፪) ።

፩ሺ፳፻፲፱ ፮ ። ለምን ፡ እትገፉም ? ለምንሰ ፡ አትቀ ሙም ? ነገር ፡ ግን ፡ እናንተ ፡ ትገፋላችሁ ። (ትበድላላችሁ) ፡ ዳግመኛም ፡ ወንድሞቻች ሁን ፡ ትቀማላችሁ ። ዓመፀኞች ፡ መንግሥተ ፡ ማያትን ፡ እንደማይወርሱት ፡ እታውቁ ምን ? ዘማውያን ፡ ቢሆኑ ፡ ጣዖት ፡ የሚያመል ኩም ፡ የሚሄዱባቸውም ፡ ወይም ፡ ወደ ፡ ወንድ የሚሄዱ ፡ ወይም ፡ ቀማኞች ፡ ወይም ፡ ሌቦች ፡

አንቀጽ ፡ ፵፭ ፡

ቅት ፡ ወአ ፡ ሰካርያን ፡ ወአ ፡ ጸአልያን ፡ ወአ ፡
ዐያድያን ፡ እሱ ፡ ሆሎሙ ፡ ኢይወርስዋ ፡ ለመን
ግሥተ ፡ እግዚአብሔር ፡

ሰለ ፡ ብሉይና ፡ ሐዲስ ፡

ወይም ፡ ሰካራሞች ፡ ወይም ፡ ተሳዳቢዎች ፡
ወይም ፡ ነጣቂዎች ፡ አያስቷችሁ ፡ እሊህ ፡
ሁሉ ፡ የእግዚአብሔርን ፡ መንግሥት ፡ እይወር
ሱአትም ፡ (፩ ቆሮ ፡ ፯ ፡ ፯ - ፲፮) ፡

፩ሺ፮፻፳፭ ዘ፲ወ፯ቱ ፡ ቅንኤ ፡ ስእንተ ፡ ተዐቢ ፡ ጸጋ ፡
አንስ ፡ አርእየክሙ ፡ ካዕበ ፡ ፍኖተ ፡ ካልአ ፡
ዘይኄይስ ፡ ፈድፋድ ፡ ወእመኒ ፡ ነበብኩ ፡
በልሳነ ፡ ሆሎ ፡ ሰብእ ፡ ወነገረ ፡ መላእክት ፡
ወእመኒ ፡ ተነበይኩ ፡ ወእኤመርኩ ፡ ሆሎ ፡
ዘነቡአ ፡ ወሆሎ ፡ ዘኖበብ ፡ ወእመኒ ፡ ብዩ ፡ ሃይ
ማኖት ፡ እስከ ፡ አፈልሰ ፡ አድባረ ፡ ወእመኒ ፡
አብላዕኩ ፡ ለነዳያን ፡ ሆሎ ፡ ዘብዩ ፡ ወዓዲ ፡
ሥጋዩኒ ፡ ለውዕዮተ ፡ እሳት ፡ ወተፋቅሮ ፡ አል
ብዩ ፡ አልቦ ፡ ዘረባሳኩ ፡ እስመ ፡ ዘቦቱ ፡ ተፋ
ቅሮ ፡ ርኅሩኅ ፡ ወተዓጋግ ፡ ወኣቱ ፡ ሆኖዩ ፡
ተላጽቆ ፡ ኢይቀንእ ፡ ወኢይትዐወር ፡ ኢይትዓ
በይ ፡ ወኢያመጽእ ፡ ዘያስተጋፍር ፡ ወኢያነ
ሥሥ ፡ ተድላ ፡ ለባሕተቱ ፡ ኢይትመዘዕ ፡
ወኢይሔሊ ፡ እኩዩ ፡ ኢይትፈግሕ ፡ በግፍዕ ፡
ወይትፈግሕ ፡ በጽድቅ ፡ ይትግገሥ ፡ በሆሎ ፡
ወዘሆሎ ፡ ወየአምን ፡ ወይትቁከል ፡ በሆሎ ፡
ወይፀመድ ፡ በሆሎ ፡ ወእሎ ፡ እመንቱ ፡ ቺቱ ፡
እሰ ፡ ይነብሩ ፡ ሃይማኖት ፡ ወተስፋ ፡ ወተፋ
ቅሮ ፡ ወእምን ፡ ሆሎሙ ፡ የዓዘ ፡ ተፋቅሮ ፡

፩ሺ፮፻፳፭ ፲፮ ፡ ለምትበልጠው ፡ ጸጋ ፡ ቅኑ ፡ እኔም ፡ ዳግ
መኛ ፡ እጅግ ፡ የበለጠ ፡ ሌላ ፡ ጎዳና ፡ አላያችኋ
ለሁ ፡ በሰዎች ፡ ሁሉ ፡ ቋንቋና ፡ በመላእክት ፡
ቋንቋ ፡ ብናገር ፡ ትንቢትም ፡ ብናገር ፡ የተሰወረ
ውን ፡ ሁሉና ፡ የጥበብን ፡ ሥራ ፡ ሁሉ ፡ ባውቅ ፡
ተራራም ፡ እስከአፈልሰ ፡ ድረስ ፡ ሃይማኖት ፡
ቢኖረኝ ፡ ያለኝንም ፡ ሁሉ ፡ ለድሆች ፡ ባበላ ፡
ዳግመኛም ፡ ሥጋዬን ፡ ለእሳት ፡ ቃጠሎ ፡
ብስጥ ፡ ፍቅር ፡ ከሌለኝ ፡ የተጠቀምሁት ፡
የለም ፡ ፍቅር ፡ ያለው ፡ ሰው ፡ ርኅሩኅ ፡ ትዕግ
ሥተኛም ፡ ነውና ፡ በፍቅር ፡ መልካም ፡ የሆነ ፡
(ፍጹም ፡ የሆነ) ፡ እይቀናም ፡ ቸልም ፡ እይልም
እይታበይምም ፡ የሚያሳናርም ፡ ነገር ፡ አያመ
ጣም ፡ ለብቻውም ፡ ተድላን ፡ አይሻም ፡ እይበ
ሳጭም ፡ ክፉም ፡ አያስብም ፡ በግፍዕ ፡ ደስ ፡
አይለውም ፡ በእውነት ፡ ግን ፡ ደስ ፡ ያለዋል ፡
በሁሉ ፡ ይታገማል ፡ በሁሉም ፡ ይታመናል ፡
ጸንተውም ፡ የሚኖሩ ፡ ሃይማኖት ፡ ተስፋ ፡
ፍቅር ፡ ናቸው ፡ ከሁሉም ፡ ፍቅር ፡ ይበልጣል ፡
(፩ ቆሮ ፡ ፲፪ ፡ ፵፩ ፡ ፲፫ ፡ ፩ - ፲፫) ፡

፩ሺ፮፻፳፭ ዘ፲ወ፯ቱ ፡ ወባሕቱ ፡ ኩኑ ፡ ከመ ፡ ሕፃናት ፡
ለገቢረ ፡ እከይ ፡ ወፍጹማን ፡ በምክርክሙ ፡

፩ሺ፮፻፳፭ ፲፮ ፡ ነገር ፡ ግን ፡ ክፉ ፡ ለመሥራት ፡ እንደ ፡
ሕፃናት ፡ ሁኑ ፡ በምክራችሁ ፡ ግን ፡ ፍጹማን ፡
ሁኑ ፡ (፩ ፡ ቆሮ ፡ ፲፬ ፡ ፳) ፡

፩ሺ፮፻፳፭ ዘቆሮንቶስ ፡ ቺቱ ፡ እስመ ፡ ዘለወነ ፡ ስኩልነ ፡
ከመ ፡ ንቁም ፡ ቅድመ ፡ መንበሩ ፡ ለክርሰቶስ ፡
ወይፈድዮ ፡ ለለ፩ዱ ፡ እምኔን ፡ በከመ ፡ ምግ
ባሩ ፡ ዘገብረ ፡ በሥጋሁ ፡ እመኒ ፡ ሆኖዩ ፡ ወእ
መኒ ፡ እኩዩ ፡

፩ሺ፮፻፳፭ ቆሮንቶስ ፡ ቺ ፡ ሁላችንም ፡ በክርስቶስ ፡
ዘፋን ፡ ራት ፡ እንቆም ፡ ዘንድ ፡ አለንና ፡ ከእ
ኛም ፡ ለእያንዳንዱ ፡ መልካምም ፡ በሆን ፡ ክፉም ፡
ቢሆን ፡ በሥጋዉ ፡ እንደ ፡ ሠራው ፡ ሥራ ፡ ይከ
ፍለዋል ፡ (፪ ቆሮ ፡ ፳ ፡ ፲) ፡

፩ሺ፮፻፳፫ ዘ፱ቱ ፡ ዑቁ ፡ ኢትረስዩ ፡ ምክንያተ ፡ ዕቅፍት ፡
ለመነሂ ፡ ከመ ፡ ኢይባእ ፡ ነውር ፡ ሙስተ ፡
መልእክትን ፡ ወባሕቱ ፡ ናግዐድ ፡ ለሊነ ፡
በሆሎ ፡ ግብር ፡ ከመ ፡ ላእካን ፡ እግዚአብሔር ፡
ንሕነ ፡ በዐቢይ ፡ ትዕግሥት ፡ ውሰቱ ፡ ፃዕር ፡
ወምንዳቢያት ፡ በሕማም ፡ ወዘተቁስሎ ፡ በተ
ሞቅሖ ፡ ወዘስደት ፡ በጸማ ፡ ወበትጋዘ ፡ በጸም ፡
ወበንጽሕና ፡ በእእምሮ ፡ ወበእንኖ ፡ መንፈስ ፡
በተፋቅሮ ፡ ወበተራኅርኖ ፡ በእንጽሖ ፡ መን
ፈስ ፡ ወበተፋቅሮ ፡ ዘእንበለ ፡ አድልዎ ፡ በነገረ
ጽድቅ ፡ ወበነድለ ፡ እግዚአብሔር ፡ ወበንዋዩ ፡

፩ሺ፮፻፳፫ ፱ ፡ ለማንም ፡ የዕንቅፋት ፡ ምክንያት ፡ እንዳ
ታደርጉ ፡ ዕውቁ ፡ በመልእክታችን ፡ ነውር ፡
እንዳይገባ ፡ ነገር ፡ ግን ፡ የእግዚአብሔር ፡ እገ
ልጋዮች ፡ እንደመሆናችን ፡ ሥራን ፡ ሁሉ ፡ ራሳ
ችን ፡ እንግሰጥ ፡ እንጂ ፡ በጭንቅና ፡ በችግር ፡
ውስጥ ፡ በታላቅ ፡ ትዕግሥት ፡ በመታመም ፡
በመገረፍ ፡ በመታሰር ፡ በመስደድ ፡ በድካም ፡
በትጋት ፡ በጸም ፡ በንጽሕና ፡ በዕውቀት ፡ መን
ፈስን ፡ በማሰረዘም ፡ በፍቅር ፡ በመራራት ፡
ልቡናን ፡ ንጹሕ ፡ በማድረግ ፡ ያለማድላት ፡
በመፋቀር ፡ በእውነተኛ ፡ ነገር ፡ በእግዚአብ

ሐቅል ፡ ዘጽድቅ ፡ ዘእምየማን ፡ ወእምጸጋም ፡ በክብር ፡ ወበኅግር ፡ በበረከት ፡ ወበመርገም ።”

፩ሺ፻፳፱ ዘገላትያ ፡ ወፀሩ ፡ በበይናቲክሙ ፡ ክበደ ፡ በጽክሙ ፡ ወነሱ ፡ ብእሲ ፡ እምኔክሙ ፡ ያመክር ፡ ምግባሮ ፡ ወኢትሰሐቱ ፡ እልቦ ፡ ዘያስተዳብዶ ፡ ለእግዚአብሔር ። ወዘዘርእ ፡ ስብእ ፡ የእርር ፡ ወዘዘርእ ፡ ምግባራተ ፡ ሥጋ ፡ የዐርር ፡ እምውስቱቱ ፡ ሙስና ። ወዘይዘርእ ፡ ምግባራተ ሙንፈስ ፡ በመንፈስ ፡ የእርር ፡ ሕይወተ ፡ ዘለዓለም ። ወእምከመ ፡ ገበርን ፡ ሠናያተ ፡ ኢንት ፡ ዐከይ ፡ እስመ ፡ ዐለመን ፡ በይዘው ፡ ነእርር ፡ አምጣን ፡ ብን ፡ ዕለት ፡ ንግበር ፡ ሠናየ ፡ ለነሱ ፡ ወኢንትዐከይ ፡ እንከ ።

፩ሺ፻፳፳ ዘኢፈሶን ፡ ቺቱ ፡ አስተቀላቀክሙ ፡ ከመ ፡ ትሐሩ ፡ በዐይይሉ ፡ ለጽዋዓክሙ ፡ እንተ ፡ ተጸዋዕክሙ ፡ እንዘ ፡ ታቲሐቱ ፡ ርእስክሙ ፡ በነሱ ጸሐቅ ፡ ወትዕግሥት ፡ ወየውግት ። ወኩኑ ፡ እንዘ ፡ ትትዳገው ፡ በበይናቲክሙ ፡ በፍቅር ፡ ወትጽሕቱ ፡ ለንቲብ ፡ ተስናእም ፡ በመንፈስ ፡ ወበማእስረ ፡ ሰላም ፡ ከመ ፡ ትኩኑ ፡ ፩ይ ፡ ሥጋ ፡ ወ፩ይ ፡ መንፈስ ።

፩ሺ፻፳፮ ዘፀቱ ፡ ወዘእንበለ ፡ ያዕርብ ፡ ዐሐይ ፡ አቀርሩ ፡ መዓተክሙ ፡ ወኢተዐብም ፡ ፍኖተ ፡ ሰስይጣን ፡ ለአስሐቶትክሙ ፡ ዘይሰርቅኒ ፡ ኢይስርቅ ፡ እንከ ፡ አላ ፡ ለይትገበር ፡ ወይጸሙ ፡ በእደዌው ፡ ለገበረ ፡ ሠናይ ፡ በዐይረድእ ፡ ሰጽኑስ ። ወነሱ ፡ ነዘር ፡ ሕሙም ፡ ኢይዓእ ፡ እምእፋክሙ ፡ ዘእንበለ ፡ ሠናይ ፡ በዐይትሐንጽ ፡ ትካዝክሙ ፡ ወነሱ ፡ መሪረ ፡ ወቀመ ፡ ወቀጥዓ ፡ ወከላሐ ፡ ወዕርፈተ ፡ እእትቱ ፡ እምላዕሌክሙ ፡ ምስለ ፡ ነሱ ፡ እከይ ። ወኩኑ ፡ መሐርያን ፡ ቢጽክሙ ፡ ወመሐሩ ፡ በከመ ፡ መሐረክሙ ፡ እግዚአብሔር ፡ ከርስቶስ ፡ ወተመስሉ ፡ በእግዚአብሔር ፡ ከመ ፡ ውሉይ ፡ ፍቁራን ። ወዘመትሰ ፡ ወነሱ ፡ ርኩስ ፡ ወበመዓ ፡ ኢይስማዕ ፡ በላዕሌክሙ ፡ በከመ ፡ ኢይደልዎሙ ፡ ለቅዱሳን ፡ ነገረኅፍረት ፡ ወነገረ ፡ ዕለድ ፡ ወነገረ ፡ ስላቅ ፡ ወተላዐቶ ፡ ለዓቲ ፡ ክብር ፡ እንተ ፡ ኢትይሉ ፡ ኢትቅረብዋ ።

ዘራልጽሰዩስ ፡ ወፈጽሙ ፡ ከዊን ፡ ፍሥሐየ ፡ ከመተዐልወ ፡ በ፩ዱ ፡ ምክር ፡ ወበ፩ዱ ፡ ፍቅር ፡ ወአሐቲ ፡ ነፍስ ፡ ወኢትግበሩ ፡ በምንትኒ ፡ ተጋ

ሐር ፡ ኃይል ፡ ከተኝና ፡ ከግራ ፡ በሚሆን ፡ በእውነት ፡ የጦር ፡ ዕቃ ፡ በክብር ፡ በመዋረድ ፡ በምርቃት ፡ በርግማንም ። (፪ ፡ ቆሮ ፡ ፮ ፡ ፫ - ፲) =

፩ሺ፻፳፱ ገላትያ ። እርስ ፡ በርሳችሁ ፡ የባልንጀራችሁን ፡ ሸክም ፡ ተሸክሙ ። ከእናንተ ፡ ወገን ፡ ሰው ፡ ሁሉ ፡ ሥራውን ፡ ይመርምር ። አትሳቱም ። እግዚአብሔርንም ፡ የሚያለንፈው ፡ እይኑር ። ሰው ፡ የዘራውን ፡ ያለቅማል ። የሥጋ ፡ ሥራዎችን ፡ የሚዘራም ፡ ከውስጡ ፡ ጥፋትን ፡ ያለቅማል ። የመንፈስ ፡ ሥራዎችንም ፡ የሚዘራ በመንፈስ ፡ የዘለዓለም ፡ ሕይወትን ፡ ያለቅማል ። መልካም ፡ ብንሠራም ፡ አንስና ። በገዜው ፡ እንለቅመዋለንና ። ቀን ፡ ሳለልን ፡ ለሁሉ መልካም ፡ እንሥራ ። እንግዲህ ፡ አንስና ። (ገላ ፡ ፮ ፡ ፩ - ፲) ።

፩ሺ፻፳፳ ኤፌሶን ፡ ፫ ። ለተጠራችሁባት ፡ አጠራር ፡ በሚገባ ፡ በፍጹም ፡ ትጋትና ፡ ቡትዕግሥት ፡ በገርነትም ፡ ራሳችሁን ፡ ዝቅ ፡ ዝቅ ፡ አድርጋችሁ ፡ ትኖሩ ። ዘንድ ፡ እማልዳችኋለሁ ። እርስ ፡ በርሳችሁ ፡ በፍቅር ፡ እየታግጣችሁ ፡ በመንፈስም ፡ ስምምነት ፡ ለመጠበቅ ፡ እየተጋችሁ ፡ ስስላምም ፡ ማስረያ ፡ ኑሩ ፡ እንድ ፡ ሥጋና ፡ እንድ ፡ ነፍስ ፡ ትሆኑ ። ዘንድ ። (ኢፌ ፡ ፱ ፡ ፩ - ፭) ።

፩ሺ፻፳፮ ፱ ። ፀሐይም ፡ ሳይገባ ፡ ቁጣችሁን ፡ አብርዱ ፡ ለሰይጣንም ፡ እናንተን ፡ ለማሳት ፡ መንገድ ፡ አትሰጡት ። የሚሰርቅም ፡ እንግዲህ ፡ አይስረቅ ። ችግረኛውን ፡ በሚረዳው ፡ ገንዘብ ፡ መልካም ፡ ለመሥራት ፡ በእጆቹ ፡ ያሥራ ፡ ያድከምም ፡ እንጂ ። ግዳጃችሁ ፡ በማፈጸም ፡ ገንዘብ ፡ ከመልካም ፡ በቀር ፡ ከፋ ፡ ነገር ፡ ሁሉ ፡ ከእፋችሁ ፡ አይውጣ ። መራራውን ፡ ሁሉ ፡ ቀምን ፡ ቁጣን ፡ ጨኸትን ፡ ስድብንም ፡ ከከፋ ፡ ሁሉ ፡ ጋር ፡ ከእናንተ ፡ አርቁ ። ባልንጀሮቻችሁንም ፡ ይቅር ፡ የምትሉ ፡ ሁኑ ። እግዚአብሔር ፡ ከርስቶስ ፡ ይቅር ፡ እንዳላችሁ ፡ ይቅር ፡ በሉ ። የተወደዳችሁ ፡ ልጆችም ፡ እንደመሆናችሁ ፡ እግዚአብሔርን ፡ ምስሉ ። ዝሙት ፡ ግን ፡ ርኩስ ፡ ሁሉ ፡ ዓመፃም ፡ በእናንተ ፡ አይሰማ ። የነፍረት ነገርና ፡ የስንፍና ፡ ነገር ፡ የዘብብትም ፡ ነገር ፡ ጨዋታም ፡ ለቅዱሳን ፡ እንደማይሳባቸው ። ይችን ፡ የማትገባ ፡ ሥራ ፡ አትቅረቡአት ። (ኢፌ ፡ ፱ ፡ ፳፮ - ፴፪ ። ፭ ፡ ፩ - ፱) ።

፩ሺ፻፳፮ ፈልጽሰዩስ ። የደስተዩን ፡ አኳኝን ፡ ፈጽሙ ። በ፩ ፡ ምክርና ፡ በ፩ ፡ ፍቅር ፡ በአንዲትም ፡ ነፍስ ፡ ትኖሩ ። ዘንድ ። በማናቸውም ፡ ጠብ ፡

አንቀጽ : ፵፮ ።

እዞ : ወተወደሰ : በከንቱ : እሳ : በትሑት :
ልብ : ወስዶረሲ : ለለጅዱ : እምኔክሙ : በጸ :
ዚአቡ : ዘድኔይሰ : እምኔቦ ።

፩ሺ፷፻፳፰ መልእክተ : ሐዋርያት : ወዘስ : የእምር : ገቢ
ርታ : ስሠናይት : ወኢይገብራ : ኃጢአተ :
ትከውኖ = ወእትሕቱ : ርእሰክሙ : ስኩሉ :
ፍጥረተ : እንስ : እመሕያው : በእንተ : እግዚ
እን ።

አንቀጽ : ፵፱፻፳፰ :

በእንተ : ኩነኔሆሙ : ሰከሐድያን : እምላክ :
ልዑል : ወፀሪፍ : ሳሶሌቦ ። ወእምልኮተ :
ባዕድ : ወዘይወስድ : ነቤሃ : እምከዋን : ረቃዩ :
ወመሠርይ : ወሰእስ : ያሰግሉ : በፍሬ : ዕፀው :
ወኅጠታት : ወፋላት ።

፩ሺ፷፻፳፱ ምዕራፍ : ቀዳማዊ ። በእንተ : በእተ : ክሕ
ደት : እምኔቦ ። ያቤ : እግዚእን : በወንጌል :
ጽሑፍ : ስእግዚአብሔር : እምላክክ : ኪያቦ :
ታምልክ : ወሱቱ : ለባሕቲቱ : ትስግድ :
“ ወእዘሆሙ : ስእርዳእቦ : እንዘ : ያብል :
ሐፍ : ወመዘፍ : ኩሱ ። እሕዛበ : ወእንዘ :
ታጠምትዎሙ : በሱ : በስመ : አብ : ወወልድ :
ወመንፈስ : ቅዱስ ።” ወያቤ : እስመ : እግዚአ
ብሔር : መንፈስ : ወእቱ : ወያቤ : እን : ወእብ
ጅዱ : ንሕን : ወኩሉ : ዘእቡየ : ዚእየ : ወእቱ ።
ወዛቱ : ቃል : ታኤምር : ከመ : ይደሉ : እሚን :
ተዋሕዶቱ : እምላካዊት : ወትሥልስቲ : እካላ
ቲቦ : ወዕሪፍ : እካላት : በጅዱ : ባሕርይ : እም
ላካዊ : ወሥልጣን : ዚአቦ : ወሰበየ : ስብሐ
ቲቦ ።

፩ሺ፷፻፶፱ ወያደሉ : እምልኮ : ወስጊድ : ለእምላክ : ባሕ
ቲቱ : እምቃስ : ወንጌል : ካዕበ : ወእግዚአብ
ሔር : ወእቱ : ቃል : ወወእቱ : ቃል : ሥጋ :
ኮን : ወኅደረ : ሳዕሌን : ወርእኔን : ስብሐቲቦ :
ከመ : ስብሐተ : ወልድ : ዋሕድ : ለእቡቦ ።
ወዛቱ : እማሬ : በእንተ : ተሠማዎቱ : ስእም
ላክ : ወዘንቱ : ወእቱ : ክርስቶስ : ስሥልጣኑ :
ይደሉ : ስብሐት : ወሰሠናይቱ : ይደሉ : አኩ

ስለ : ከሐድያን : ቅጣት ።

ክርክርንፍ : በከንቱ : መወደስን : አታደርጉ ።
በትሑት : ልብ : እንጂ ። ከእናንተ : እያንዳንዱ
ባልንጀራውን : ከእርሱ : የሚሻል : ያድርግ ።
(ራል : ፪ : ፩ - ፯) ።

፩ሺ፷፻፷፰ የሐዋርያት : መልእክት ። መልካም : መሥ
ራትን : የሚያውቅ : የማይሠራትም : ኃጢአት :
ትዋንበታላች ። (ያዕ : ፱ : ፲፯) ። ስለ : ጌታችን :
ብላችሁ : ለሰው : ፍጥረት : ሁሉ : ራሳችሁን :
ዝቅ : እድርጉ : (፩ : ፳፱ : ፱ : ፲፱) ።

አንቀጽ : ፶፮ ።

ልዑል : እምላክን : ስለሚክዱ : ስዎችና : እር
ሱንም : ስለመላደብ : ጣዖትን : ስለማምለክ :
የሚረግዱና : መድኃኒት : አድራጊ : ከመሆን :
የተነሣ : ወደእርስዋ : ስለሚወስድ : በሶንጨት
ፍሪና : በቅንጣት : በሚርትም : ስለሚጠነቁሉ :
ስዎች : ቅጣት : ያናገራል ።

፩ሺ፷፻፷፱ መጀመሪያ : ምዕራፍ ። ከዚህ : የተነሣ : ከክ
ሀደት : ስለመውጣት : ያናገራል ። ጌታችን :
በወንጌል : እንዲህ : አለ ። እርሱን : ፈጣሪውን :
እግዚአብሔርን : ታመልክ : ዘንድ : ስእርሱም :
ብቻ : ትስግድ : ዘንድ : ተጽፏል ። (ማቴ : ፱ :
፲) ። ደቀመዛሙርቱንም ። እንዲህ : ብሎ ። እዘ
ዛቸው ። ሂዱና : አሕዛብን : ሁሉ : አስተምሩ ።
ስታጠምቁለቸውም : በአብ : በወልድ : በመን
ፈስ : ትዱስም : ስም : በሉ ። (ማቴ : ፳፭ : ፲፱) ።
እግዚአብሔር : መንፈስ : ነውናም ። አለ ።
(ዮሐ : ፱ : ፳፱) ። እብና : እኔ : እንድ : ነን ። የእባ
ቲም : ገንዘብ : የእኔ : ነው : አለ ። (ዮሐ : ፲ :
፱) ። ይህችም : ቃል : እምላካዊት : ተዋሕዶው
ንና : የእካላቱን : ምስትነት : በእንድ : እምላ
ካዊ : ባሕርይም : የእካላቱን : ፅሪና : (እኩል
ነት) : የእርሱን : ሥልጣን : የጌትነቱንም : ገና
ናንት : ማመን : እንዲገባ : ታመልክታላች ።

፩ሺ፷፻፹፱ እምልኮና : ሰጊድ : ለእምላክ : ብቻ : ይገባል ።
ዳግመኛም : ከወንጌል : ቃል ። ቃልም : እግዚ
አብሔር : ነበረ ። ያም : ቃል : ሥጋ : ሆነ ። በእ
ኛም : እደረ ። ጌትነቱንም : ለእባቱ : እንደ : እንድ
ልጅ : ጌትነት : እየን ። (ዮሐ : ፩ : ፩ : ፲፬) ።
ይህችም : ስለእምላክ : ሰው : መሆን : ምል
ክት : ናት ። ይኸውም : ክርስቶስ : ነው ። ለሥ
ልጣኑ : ክብር : ይገባል ። ለቸርነቱም : ምስ

አንቀጽ : ፵፮ ።

አዞ : ወተወድሶ : በከንቱ : እላ : በትሑት : ልብ : ወለደረሲ : ለለጅዱ : እምኔክሙ : ቢጸ : ዚአቡ : ዘይኔይሱ : እምኔቡ ።

፩ሺ፮፻፳፰ መልእክተ : ሐዋርያት : ወዘሰ : የእምር : ገቢ ሮታ : ለሠናይት : ወኢይገብራ : ኃጢአተ : ትከውኖ ። ወአትሑቱ : ርእስክሙ : ለኰሉ : ፍጥረተ : እንላ : እመሕያው : በአንተ : አግዚ እን ።

ሰለ : ከሐድያን : ቅጣት ።

ክርክርንና : በከንቱ : መወደስን : አታደርጉ ። በትሑት : ልብ : እንጂ ። ከእናንተ : እያንዳንዱ ባልንጀራውን : ከእርሱ : የሚሻል : ያደርግ ። (ፈል : ፪ : ፩ - ፭) ።

፩ሺ፮፻፳፰ የሐዋርያት : መልእክት ። መልካም : መሥራትን : የሚያውቅ : የማይሠራትም : ኃጢአት : ትሆንበታለች ። (ያዕ : ፱ : ፲፮) ። ስለ : ጌታችን : ብላችሁ : ለሰው : ፍጥረት : ሁሉ : ራሳችሁን : ዝቅ : አደርጉ : (፩ : ጴጥ : ፪ : ፲፫) ።

አንቀጽ : ፵፱፻፲፮ ።

በአንተ : ኰንኔሆሙ : ለክሓድያን : እምላክ : ልዑል : ወዐሪፍ : ሳዕሌሁ ። ወአምልኮተ : ባዕድ : ወዘይወሰድ : ኅቢን : እምክዋን : ረቃዬ : ወመሠርይ : ወለለለ : ያሰግሉ : በፍሬ : ዕፀው : ወኅጠታት : ወፋላት ።

፩ሺ፮፻፳፱ ምዕራፍ : ቀዳማዊ ። በአንተ : በአተ : ክሕደት : እምኔቡ ። ይቤ : አግዚእን : በወንጌል : ጽሑፍ : ለእግዚአብሔር : አምላክነክ : ኪያቡ : ታምልክ : ወሎቱ : ለባሕቲቱ : ትሰግድ : “ወአዘዘሙ : ለአርዳእሁ : እንዘ : ይብል : ሑሩ : ወመሀሩ : ኰሎ : አሕዛብ : ወአንዘ : ታጠምቅዎሙ : በሉ : በሰሙ : አብ : ወወልድ : ወመንፈስ : ቅዱስ ።” ወይቤ : እሰሙ : አግዚእ ብሔር : መንፈስ : ውአቱ : ወይቤ : አን : ወአብ ጅዱ : ንሕን : ወኰሉ : ዘአቡየ : ዚእየ : ውአቱ ። ወዛቲ : ቃል : ታኢምር : ከመ : ይደሉ : እሚን : ተዋሕዶቱ : አምላካዊት : ወትሥልስተ : አካላቲሁ : ወዕሪፍ : አካላት : በጅዱ : ባሕርይ : አምላካዊ : ወሥልጣን : ዚእቡ : ወዕብየ : ስብሐቲሁ ።

፩ሺ፮፻፳፱ ወይደሉ : አምልኮ : ወሰገድ : ለአምላክ : ባሕቲቱ : እምቃለ : ወንጌል : ካዕብ : ወእግዚአብሔር : ውአቱ : ቃል : ወውአቱ : ቃል : ሥጋ : ኮን : ወጎደረ : ሳዕሌን : ወርኢን : ስብሐቲሁ : ከመ : ስብሐተ : ወልድ : ዋሕድ : ለአቡሁ ። ወዛቲ : አማሬ : በአንተ : ተሠግዎቱ : ለአምላክ : ወዝንቱ : ውአቱ : ክርስቶስ : ለሥልጣኑ : ይደሉ : ስብሐት : ወለሠናይቱ : ይደሉ : አኩ

አንቀጽ : ፵፳ ።

ልዑል : አምላክን : ስለሚክዱ : ሰዎችና : እርሱንም : ስለመሳደብ : ጣዖትን : ስለማምለክ : የሚረምፍ : መድኃኒት : አድራጊ : ከመሆን : የተነሣ : ወይእርስዋ : ስለሚወስድ : በዕንጨት ፍሬና : በቅንጣት : በሚርትም : ስለሚጠነቁሉ : ሰዎች : ቅጣት : ይናገራል ።

፩ሺ፮፻፳፱ መጀመሪያ : ምዕራፍ ። ከዚህ : የተነሣ : ከክህደት : ስለመውጣት : ይናገራል ። ጌታችን : በወንጌል : እንዲህ : አለ ። እርሱን : ፈጣሪሆን : እግዚአብሔርን : ታምልክ : ዘንድ : ለእርሱም : ብቻ : ትሰግድ : ዘንድ : ተጽፏል ። (ማቲ : ፱ : ፲) ። ይቀመዛመርቲንም ። እንዲህ : ብሎ : አዘዛቸው ። ሂዱና : አሕዛብን : ሁሉ : አስተምሩ ። ስታጠምቁአቸውም : በአብ : በወልድ : በመንፈስ : ቅዱስም : ስም : በሉ ። (ማቲ : ፳፭ : ፲፱) ። እግዚአብሔር : መንፈስ : ነውናም ። አለ ። (ዮሐ : ፱ : ፳፱) ። አብና : አኔ : እንድ : ነን ። የአባቱም : ገንዘብ : የእኔ : ነው : አለ ። (ዮሐ : ፲ : ፱) ። ይህችም : ቃል : አምላካዊት : ተዋሕዶወንና : የአካላቱን : ሦስትነት : በአንድ : አምላካዊ : ባሕርይም : የአካላቱን : ዕሪፍ : (እኩልነት) : የእርሱን : ሥልጣን : የጌትነቱንም : ገናናነት : ማመን ። እንዲገባ : ታምልክታለች ።

፩ሺ፮፻፳፱ አምልኮና : ሰገድ : ለአምላክ : ብቻ : ይገባል ። ዳግመኛም ። ከወንጌል : ቃል ። ቃልም ። እግዚአብሔር : ነበረ ። ያም ። ቃል ። ሥጋ ። ሆን ። በእኛም : አደረ ። ጌትነቱንም ። ለአባቱ : እንደ : አንድ ልጅ ። ጌትነት : አየን ። (ዮሐ : ፩ : ፩ ። ፲፬) ። ይህችም : ስለአምላክ : ሰው : መሆን ። ምልክት : ናት ። ይኸውም ። ክርስቶስ : ነው ። ለሥልጣኑ : ክብር : ይገባል ። ለቸርነቱም ። ምስ

ቱት ። ወይቤ ፣ ልዑል ፣ ሎቲ ፣ ስብሐት ፣ በው ሰተ ፣ አራት ፣ እነ ፣ እግዚአብሔር ፣ እምላክክ ፣ እታምልክ ፣ ባዕድ ፣ እምላክ ፣ ዘንንበሌዩ ፣ ውተ ፍጻሜተ ፣ ዝንቲ ፣ ቃል ።

ጋና ፣ ይገባል ። ልዑልም ፣ ምስጋና ፣ ይግባውና ፣ በአራት ፣ እንዲህ ፣ አሰ ፣ እነ ፣ እግዚአብሔር ፣ ፈጣሪህ ፣ ነኝ ፣ ከእኔ ፣ ሌላ ፣ ባዕድ ፣ እምላክ ፣ እታምልክ ፣ የዚህንም ፣ ቃል ፣ መጨረሻ ፣ ተና ገረ ። (ዘፀ ፡ ፳ ፣ ፫) ።

፩ሺ፷፻፴፩ ምዕራፍ ፣ ዳግም ፣ በእንተ ፣ ነጉኒዎሙ ፣ ለለ ፩ዱ ፣ በዘበእሁ ፣ ክሕደቶሙ ፣ ወውእቲ ፣ ፪ቲ ፣ ክፍል ፣ ቀዳሚሁ ፣ ሥርዓተ ፣ ነጉኒ ፣ ሥጋዊ ፣ ትሔ ፣ ወለእመ ፣ ተንሥእ ፣ እምእክሙ ፣ ነቢይ ፣ አው ፣ ሐላሚ ፣ ሕልም ፣ ወወዘበክሙ ፣ ትእም ርተ ፣ ቃለ ፣ ጥያቄ ፣ ወለእመ ፣ ይቢለከ ፣ ነዓ ፣ ንሑር ፣ ወናምልክ ፣ አማልክተ ፣ ካልእነ ፣ ዘእ ተአምርዎሙ ፣ እትስምዕዎ ፣ አው ፣ ሰውእቲ ፣ ነቢይ ፣ እው ፣ ሰውእቲ ፣ ሐላሚ ፣ ሕልም ፣ እስመ ፣ ያሚክረክሙ ፣ እግዚአብሔር ፣ እምላ ክክሙ ፣ ክመ ፣ ይርእይ ፣ ለእመ ፣ ታፈቅርዎ ፣ በኩሉ ፣ ልብክሙ ፣ ወነፍስክሙ ፣ አው ፣ አልቦ ፣ ወለውእቲሰ ፣ ነቢይ ፣ ወሐላሚ ፣ ሕልም ፣ ቅት ልዎ ፣ እስመ ፣ ነበዘ ፣ ሐሰተ ፣ ላዕሰ ፣ እግዚአብ ሔር ፣ እምላክክሙ ።

፩ሺ፷፻፴፩ ፪ኛ ፣ ምዕራፍ ፣ ከህደታቸው ፣ ልዩ ፣ ልዩ ፣ ስለሆነ ፣ ስለእያንዳንዱ ፣ ቅጣት ፣ ይናገራል ። ይኸውም ፣ ሁለት ፣ ክፍል ፣ ነው ። መጀመሪያ ው ፣ የሥጋዊን ፣ ቅጣት ፣ ሥርዓት ፣ ይናገራል ። ትሄ ፣ ከእናንተ ፣ ወገን ፣ ነቢይ ፣ ወይም ፣ ሕልም ፣ የሚያልም ፣ በነሣ ፣ አስረጅ ፣ የሚ ሆን ፣ የቃል ፣ ምልክትም ፣ በሰጣችሁ ፣ የማ ታውቋቸውን ፣ ሌሎችን ፣ እማልክት ፣ ና ፣ ሂደን እናምልክ ፣ በልሀም ፣ ያነን ፣ ነቢይ ፣ ወይም ፣ ያነን ፣ ሕልም ፣ አላሚ ፣ እትስሙት ፣ ፈጣሪያ ችሁ ፣ እግዚአብሔር ፣ በፍጹም ፣ ልቦናችሁና ፣ ሰውነታችሁ ፣ ትዕይንት ፣ እንደሆነ ፣ ያይ ፣ ዘንድ ፣ ይፈትሩትናልና ። ያነን ፣ ነቢይ ፣ ግን ፣ ሕልም ፣ እላሚውንም ፣ ግደሉት ፣ በፈጣሪያችሁ ፣ በእግዚአብሔር ፣ ላይ ፣ ሐሰት ፣ ተናግሯልና ።

፩ሺ፷፻፴፪ ወሰለመኒ እኑከ ፣ እስሐተከ ፣ አው ፣ ወል ድክ ፣ አው ፣ ብእሲትክ ፣ አው ፣ ዓርክክ ፣ ወይ ቤለክ ፣ በጎቡእ ፣ ነዓ ፣ ናምልክ ፣ አማልክተ ፣ ካልእነ ፣ ዘእተእምር ፣ አንተ ፣ ወኢ ፣ እበዋከ ፣ እምእማልክተ ፣ አሕዛብ ፣ አትፍቅድ ፣ ዘንተ ፣ ወአትትወከፍ ፣ እምኒዑ ፣ ወአትኅዘን ፣ ስቲ ፣ ወአትሠውር ፣ አላ ፣ ቅትሎ ፣ በውግረተ ፣ እብን ፣ ወእደዋክ ፣ ይቅድማ ፣ ወገሮቶ ፣ ወእደ ዋሆሙ ፣ ሰኩሎሙ ፣ ሕዝብ ፣ ድገረ ።

፩ሺ፷፻፴፪ ወንድምህ ፣ ወይም ፣ ልጅህ ፣ ወይም ፣ ሚሰ ትህ ፣ ወይም ፣ ወዳጅህ ፣ በያሰትህ ፣ ከእሕዛብ ፣ አማልክት ፣ ወገን ፣ አንተ ፣ ወይም ፣ አባቶችህ ፣ የማታውቋቸውን ፣ አማልክት ፣ በሰውር ፣ ና ፣ እናምልክ ፣ በልሀ ፣ ይህን ፣ አትሻ ፣ ከእርሱም ፣ አትቀበል ፣ አትዘንለትም ፣ አትሰውረውም ፣ በደንጋይ ፣ ወግረህ ፣ ግደለው ፣ እንጂ ፣ የአንተ ፣ እጆች ፣ አስቀድመው ፣ ይውገሩት ፣ ኋላም ፣ የሕዝቡ ፣ ሁሉ ፣ እጅ ።

፩ሺ፷፻፴፫ ወለእመ ፣ ሰማዕከ ፣ በ፩ዱ ፣ እምአሁጉሪከ ፣ ክመ ፣ ወዕሉ ፣ እምኔሃ ፣ ሰብእ ፣ ከሐድያን ፣ ወእ ስሐትዎሙ ፣ ለሰብእ ፣ ሀገሮሙ ፣ እንዘ ፣ ይብሉ ንዑ ፣ ናምልክ ፣ አማልክተ ፣ ባዕዳን ፣ ዘእተእ ምርዎሙ ፣ አንትሙ ፣ ጎሥሥ ፣ ጥያቄ ፣ ዝንቲ ፣ ውተስእል ፣ በእንቲእሁ ፣ እንዘ ፣ ተሐትት ፣ ወለ እመ ፣ ክነ ፣ እሙን ፣ ወጥዩቀ ፣ ቅትሎሙ ፣ ለሰ ብእ ፣ ይእቲ ፣ ሀገር ፣ በብልሐ ፣ ሰይፍ ፣ ወእጥ ፍእ ፣ ኪያሃ ፣ ወለኩሎሙ ፣ እለ ፣ ዘለዉ ፣ ውስ ቲታ ፣ ወእዉዕይ ፣ በእሳት ።

፩ሺ፷፻፴፫ ከሀገሮችህ ፣ በእንዲቲ ፣ ከሐድያን ፣ ሰዎች ፣ ከእርሰዋ ፣ ወጥተው ፣ የሀገራቸውን ፣ ሰዎች ፣ እናንተ ፣ የማታውቋቸውን ፣ ሌሎችን ፣ እማል ክት ፣ ኑ ፣ እናምልክ ፣ ብለው ፣ እንዳሳቷቸው ፣ ብትሰማ ፣ የዚህን ፣ ርግጥ ፣ መርምር ፣ ስለእርሱ እየመረመርዘ ፣ ጠይቅ ፣ የታመነና ፣ የተረጋገጠ በሆንም ፣ የዚያችን ፣ ሀገር ፣ ሰዎች ፣ በሰይፍ ፣ ስለት ፣ ግደላቸው ፣ ሀገሪቲንም ፣ አጥፋ ፣ በው ስባ ፣ ያሉትንም ፣ ሁሉ ፣ በእሳትም ፣ አቃጥ ላት ፣ (ዘዳ ፡ ፲፫ ፣ ፩ - ፶፮) ።

፩ሺ፷፻፴፬ ትሔ ፣ ወዘሂ ፣ ይሠውዕ ፣ ለአማልክት ፣ ዘእ ንበለ ፣ ለእግዚአብሔር ፣ ለደሙት ።

፩ሺ፷፻፴፬ ትሄ ፣ ለእግዚአብሔር ፣ ካልሆነ ፣ በቀር ፣ ለጣ ያታት ፣ ሙሥዋዕት ፣ የሚጠጥ ፣ ይሙት ፣ (ዘዘ ፡ ፳፪ ፣ ፳) ።

፩ሺ፷፻፴፭ ትሔ ፣ ወዘይሁብ ፣ እምዘርእ ፣ ለግልፍ ፣ ይት

፩ሺ፷፻፴፭ ትሄ ፣ ከልጆቹ ፣ ለጣያት ፣ የሚሰጥ ፣ በደን

አንቀጽ : ፵፮ =

ወገር : በአብን : ወለሰብአ : ሀገርኒ : ለእመ : ተሀዩይዎ : ወኢቀተልዎ : አመጽአ : መዓትዩ : ላዕሌሆሙ ። ወዘሂ : ፀረፈ : ላዕለ : እግዚአብሔር : ይውግርዎ : በአብን ።

፩ሺ፯፻፴፮ ጠስ : ጠወፀቲ : ወዘደብልዕ : መሥዋዕተ : አረሚ : አው : ዘያኩብር : ጣዖተ : እው : ዘይጠብሕ : አው : ዘየፀጥን : ሎሙ : ሰጣነ : ይይልዎ : ሥቃዩ : ፍትሕ : ወዘከማሁ : ይትኩነኑ : ልጼቃኒሆሙ : ወላእካነ : ምሥዋዕሂ ። ወለእለሂ : ትምህርተ : ካሕድ : ይሜሀሩ : ይደልዎሙ : ተፍጻሜተ : ኩነኔ : ወእለ : ይፈልሱ : እምሃይማኖቶሙ : ይደልዎሙ ይረድ : ላዕሌሆሙ : ተፍጻሜተ : ኩነኔ ። ወዘሂ : ረከቦሙ : ወእያግብኦሙ : ኅበ : መኳንንት : ይደልዎ : ተፍጻሜተ : ሥቃይ ።

፩ሺ፯፻፴፯ ወዳግማዊሰ : ሥርዓተ : ኩነኔ : መንፈሳዊ : ይቤ : እግዚእ : በወንጌል : ቅዱስ : “ወዘሰ : ፀረፈ : ላዕለ : መንፈስ : ቅዱስ : ኢይትጎይግ : ሎቲ : አብሳሁ : በዝ : ዓለም : ወኢ : በዘይመጽአ : ዓለም” ።

፩ሺ፯፻፴፰ ወይቤ : ጳውሎስ : ሐዋርያ : “መምለክያነ : ጣዖት : ኢይወርስዋ : ለመንግሥተ : እግዚአብሔር” ።

፩ሺ፯፻፴፱ ወይቤ : ዮሐንስ : ወንጌላዊ : በመልእክቲ : ዳግሚት : ወኩሉ : ዘዐለወ : ትምህርተ : ክርስቶስ : ወኢይነብር : ቦቲ : አልቦቲ : እምላክ : ወዘሂ : ይመጽእ : ኅቤክሙ : ወዘንተ : ትምህርተ : ኢያመጽአ : ኢታብእዎ : ቤተክሙ : ወበሐሂ : ጥቀ : ኢትበልዎ ።

፩ሺ፯፻፵ ይቤ : ጳውሎስ : ሐዋርያ : አመቦ : ዘመቦ ረክሙ : እመሂ : መልእክ : እምሰማይ : ካልእ : እምዘመሀርናክሙ : ውጉዝ : ለይኩን ።

፩ሺ፯፻፵፩ ዑቲ : ከመ : ኢይኒጠክሙ : በተጥባቦ : ነገር : ዘይቆውሁ : ለክንቲ : ለትምህርተ : ሰብእ : ፈጠራ : እንተ : ፈጠርዎ : በመኣዝነ : ዓለም : ወአኮ : ከመ : ክርስቶስ : ኢየሱስ : ዘጎይረ : በላዕሌሁ : ኩሉ : ፍጹም : መለኮቲ : በሥጋ : ሰብእ ።

ሰለ : ከሐድያን : ቅጣት ።

ጋይ : ይወገር ። የሆነር : ሰዎችም : ቸል : ቢሉት : ባይገሉትም : መዓተን : በላይቸው : አመጣባቸዋለሁ ። እግዚአብሔርንም : የተሳይበውን : ሰው : በደንጋይ : ይውገሩት ። (ዘሌ : ጽ : ፪ - ፬ ። ዘዳ : ፲፬ : ፲) ።

፩ሺ፯፻፵፪ ጠስ : ጠዘ። የአረሚን : መሥዋዕት : የሚበላ : ወይም : ጣዖትን : የሚያከብር : ወይም : የሚሠዋ : ወይም : ሐጣን : የሚያጥንላቸው : የፍርድ : ቅጣት : ይገባዋል ። እነርሱንም : የመሰለ : ሁሉ : አንደዚሁ : ይቀጡ ። የምሥዋዕት : አገልጋዮችም ። የክህደት : ትምህርት : ለሚያስተምሩም : ፍጹም : ቅጣት : ይገባቸዋል ። ከሃይማኖታቸውም : ለሚወጡት : ፍጹም : ቅጣት : ሊፈጸምባቸው : ይገባል ። አግኝቶ : ወይ : መኳንንት : ያላቀረባቸውም : ፍጹም : ቅጣት : ይገባዋል ።

፩ሺ፯፻፵፫ ዑለተኛው : ግን : የመንፈሳዊውን : ቅጣት : ሥርዓት : ይናገራል ። ጌታ : በቅዱስ : ወንጌል : እንዲህ : አለ ። መንፈስ : ቅዱስን : የሰደበ : ሰው : ኃጢአቲ : በዚህ : ዓለም : በሚመጣውም : ዓለም : አይሰረድሉትም ። (ማቴ : ፲፪ : ፴፩ - ፴፫) ።

፩ሺ፯፻፵፬ ሐዋርያው : ጳውሎስም : እንዲህ : አለ ። ጣዖትን : የሚያመልኩ : ሰዎች : መንግሥተ : ለማደትን : አይወርሱአትም ። (፩ : ቆሮ : ፮ : ፱) ።

፩ሺ፯፻፵፱ ዮሐንስ : ወንጌላዊም : በ፪ኛ : መልእክቲ : እንዲህ : አለ ። የክርስቶስን : ትምህርት : የካይ : ሁሉ : በእርሱ : የማይኖር : እምላክ : በእርሱ : የለም ። ወይ : እናንተ : የሚመጣ : ያህንም : ትምህርት : የማያመጣ : ሰውን : ወደቤታችሁ : አታስገቡት ። እንዴት : አለህ : እንኳ : አትበሉት ። (፪ : ዮሐ : ፱ - ፲፩) ።

፩ሺ፯፻፶፱ ሐዋርያ : ጳውሎስ : እንዲህ : አለ ። ካስተማርናችሁ : ሌላ : ያስተማራችሁ : በኖር : የሰማማይ : መልእክም : በሆን : የተለየ : ይሁን ። (ገላ : ፩ : ፰) ።

፩ሺ፯፻፶፩ ፍጹም : መለኮቲ : ሁሉ : በሰው : ሥጋ : እንደአድረበት : እንደ : ኢየሱስ : ክርስቶስ : ያይደለ : በመካዘነ : ዓለም : የፈጠሩአት : ልብ : ወለድ : ለሆነች : ለሰው : ትምህርት : በክንቲ : የሚያታልሉ : ሰዎች : እንዳያታልሉአችሁ : አውቱ ። (ቄላ : ፪ : ፳ - ፱) ።

አንቀጽ : ፵፯ ።

ሰለ : ከሐድያን : ቅጣት ።

፩ሺ፷፻፵፪ ድስቅ : ጽወጺቱ : ወእይደልዎ : ለክርስቲያ
ናዋ : ከመ : ይገነዘር : አስማቲያም : ለጣዖ
ታት : ወለስይጣናት : በቃለ : ሰባሌ : ዘእ
መፍትሁ : ወለእመ : ይበሉ : ኪያሃ : ይሰሐብ :
ኅበላም : መንፈስ : ርኩስ : ሀዩንተ : መን
ፈስ : ቅዱስ ።

፩ሺ፷፻፵፫ ጠስ : ዘጽ : ወእለሂ : ዘብሐ : ለእማልክት :
ጀተ : ጊዜያተ : አው : ጀተ : ጊዜያተ : በግብር :
ይንበሩ : ፱ተ : ዓመተ : በእፍአ : ምስለ : ዓቀ
ብተ : እንቀጽ : ወእምዝ : ይሳተፍዎሙ : ለመ
ሃይምናን : በጸሎት : ባሕቲቱ : ጀተ : ዓመተ :
ወበሳብዕ : ዓም : ይትወክፍዎሙ : ወይኩኑ :
ምስለ : መሃይምናን : በ፩ዱ : ዕሪና ። ወቀሳው
ሰትኒ : እለ : ዘብሐ : ለእማልክት : ወነሰሐ :
ወኢኮነ : በተመይኖ : አላ : በጽድቅ : ወእመ :
ኮኑ : ወገብኡ : ወነሰሐ : ይንበሩ : በክብርሙ :
ወኢይግበሩ : ምንተኒ : እምግብራተ : ተከ
ሀኖ ።

፩ሺ፷፻፵፬ ዘጀቱ : ወከማሁ : ዲያቆናትኒ : ወይደልዎሙ
ለኤዲስቆዳት : ከመ : ያግብእምሙ : ወይፍ
ትሐ : ሳዕሌሆሙ : በእምጣነ : ገብሩ : በዘይ
ደልዎሙ ። ወተረፈ : ነገርኒ : በዝንቲ : ፍካራ :
ተነግረ : በአንቀጽ : ከሐድያን ።

፩ሺ፷፻፵፭ ዘ፲ወጀቱ : ወእለሂ : ዘብሐ : ለግልፍዋት :
እምቅድመ : ይጠመቁ : ጥምቀተ : ክርስትና :
አዘዙ : ማኅበር : ከመ : ይባሉ : ውስተ : ጉልቄ
ካህናት : እምድኅረ : ተጠምቁ ።

፩ሺ፷፻፵፮ ዘ፫ቱ : ወእለሂ : ጎዩ : ወተሀይዱ : ንዋዮሙ :
ወጽሩ : ሥቃያተ : ወውእቶሙ : እንዘ : ይትእ
መኑ : ከመ : መኒሐውያን : እሙንቱ : ወያ
ግዛዱ : ኅዘነ : በኩሉ : ጊዜ : በዘገብሩ : እም
ክሐድ : በአርአያሆሙ : ወበትሕትና : ሐረ
ቶሙ : እሉ : እሙንቱ : እለ : ንጹሐን : እምን
ጣውእ : ኢትክልእምሙ : ተሳትፎ ።

፩ሺ፷፻፵፯ ዘ፭ቱ : ወእለሂ : እፍርሀምሙ : በሥቃይ :
ወአፍለሰምሙ : ወእምዝ : ገብኡ : በኩሉ :
ልበሙ : ይትወክፍዎሙ : ወይምፀድዎሙ :
ወይግበሩ : ንሱሐ ።

፩ሺ፷፻፵፰ ዘኒቅያ : ፲ወ፩ዱ : ወእለሂ : ከሕዱ : ዘእን
በለ : ዐጸባ : ወኢምንዳቤ : ተወክፍዎሙ : ወግ
በሩ : ሎሙ : ንሱሐ : ጽኑዐ ።

፩ሺ፷፻፵፱ ሥርዋጽ : ዘኒቅያ : ፶ወ፬ቱ : ወእለሂ : ገብኡ :

፩ሺ፷፻፵፪ ድስቅ : ጽፌ ። ለክርስቲያን : በማያገባ : የምስ
ጋና : ቃል : የጣዖታትንና : የሰይጣናትን :
ሰም : ሊጠራ : አይገባውም ። ርሱዋንም :
ቢጠሩ : ሰለመንፈስ : ቅዱስ : ፈንታ : ርኩስ :
መንፈስ : ወደእነርሱ : ይሳባል ።

፩ሺ፷፻፵፫ ጠስ : ፰ ። ሁለት : ጊዜ : ወይም : ፫ : ጊዜ :
በግድ : ለጣዖት : መሥዋዕት : የሠዉ : ሰዎች :
በአፍአ : ከበር : ጠባቂዎች : ጋር : ፬ : ዓመት :
ይቆዩ ። ከዚህ : በኋላ : በጸሎት : ብቻ : ሁለት :
ዓመት : ከምእመናን : ጋር : ይገናኙ ። በሰባተ
ኛው : ዓመትም : ይቀበሏቸው ። ከምእመናንም
ጋር : በ፩ : እኩልነት : ይኑሩ ። ለጣዖት : መሥ
ዋዕት : የሚሠዉ : ቀሳውስትም : ቢጸጸቱም :
በእውነት : እንጂ : በተንኩል : ባይሆን : ተመ
ልሰው : የተጸጸቱ : ቢሆኑ : በክብራቸው : ይኑ
ሩ ። ከክህነት : ሥራዎች : ወገን : ምንም : አይ
ሥሩ ።

፩ሺ፷፻፵፬ ፪ ። ዲያቆናትም : እንደዚሁ : ናቸው ። ለኤ
ዲስቆዳትም : በሚገባቸው : በሠሩት : ልክ :
ፈርደው : ይመልሱአቸው : ዘንድ : ይገባቸዋል ።
በዚህ : ትርጓሜ : ከተነገረው : የቀረውም : በአ
ንቀጽ : ከሐድያን : ተነግሯል ። (ፍ : ነ : ፯፻፶፯ -
፯፻፷፩) ።

፩ሺ፷፻፵፭ ፲፪ ። ጥምቀተ : ክርስትናን : ከመጠመቃ
ቸው : በፈት : ለጣዖት : የሠዉ : ሰዎች : ከተ
ጠመቁ : በኋላ : ከካህናት : ቍጥር : ይገቡ :
ዘንድ : ማኅበር : አዝዘዋል ።

፩ሺ፷፻፵፮ ፫ ። የተሰደዱ : ገንዘባቸውንም : የተቀሙ :
እነርሱ : ክርስቲያን : እንደሆኑ : አምነው :
መክራ : የተቀበሉም : ሰዎች : ከክህደት :
ወገን : ባደረጉት : ነገር : ማዘናቸውን : በሁኔ
ታቸው : በአካሄዳቸውም : ትሕትና : ቢገልጹ :
ከኃጢአት : የነጹ : እሊሀ : ናቸው ። እንድነትን :
አትከልክሉአቸው ።

፩ሺ፷፻፵፯ ፮ ። በሥቃይ : አሰራራርተው : ያሳደዱአቸ
ውም : ከዚህ : በኋላ : በፍጹም : ልቡናቸው :
ቢመለሱ : ይቀበሏቸው ። ይምክሩአቸውም ።
ንሱሐም : ያድርጉ ።

፩ሺ፷፻፵፰ ኒቅያ : ፲፩ ። ያለ : ጭንቅና : መክራ : የካዱ
ትንም : ሰዎች : ተቀበሏቸው ። ጽኑ : ንሱሐም :
ያድርጉ ።

፩ሺ፷፻፵፱ ሥርዋዕ ። ኒቅያ : ፶፬ ። በሆነ : ሆኖ : ከሃይማ

አንቀጽ : ፵፮ ።

እምሃይማኖቶች ፡ በዘኑ ፡ ከዊኖ ፡ እመዓርግ ፡ ለይረዱ ፡ እምኔሃ ፡ ጎበ ፡ ዘይቴሐት ።

፩ሺ፷፻፶ ምዕራፍ ፡ ሣልስ ፡ በእንተ ፡ ፍትሐ ፡ ኩነኔ ፡ በበይነ ፡ ዘይወስድ ፡ ጎበ ፡ እምላኮ ፡ ካልእ ፡ ዘእኮነ ፡ እምላክ ፡ ከመ ፡ እምላክ ፡ ልዑል ፡ ሎቱ ፡ ስብሐት ፡ ዘከመ ፡ ረቃዪ ፡ ወመሠርይ ፡ ወተጠይሮ ፡ በእንጽፎ ፡ ሐመድ ፡ ወፍሬ ፡ ዕፀው ፡ ወሐመር ፡ ወበቀልት ፡ ወሕጠታተ ፡ ዛጉል ፡ ወፋል ።

፩ሺ፷፻፶፩ ትቤ ፡ ወለመሠርይ ፡ ኢታሕይዎ ። መጅ ፡ ብእሲኒ ፡ ወብእሲትኒ ፡ እመቦ ፡ ዘኩኑ ፡ ሐራስያነ ፡ እው ፡ ዘሥራይ ፡ ሞተ ፡ ለይሙቱ ፡ ወበእብን ፡ ለይውግርዎሙ ፡ እስመ ፡ ጊጉያን ፡ እሙንቱ ፡ ወደሞሙ ፡ ዲበ ፡ ርእሶሙ ።

፩ሺ፷፻፶፪ ትሐ ፡ ወኢይትረከብ ፡ በውስቴትከመ ፡ ዘየጎሥሥ ፡ ትምህርተ ፡ ሐረሳውያን ፡ ወማእምራን ፡ ወኢ ፡ ዘያደሉ ፡ ለገጽ ፡ ወኢ ፡ መሠርይ ፡ ወኢ ፡ ዘይጤየር ፡ ወኢ ፡ ዘይረቂ ፡ ርቅየተ ፡ ወኢ ዘይሴእሎሙ ፡ ለስብእ ፡ ሐሪስ ፡ ወኢ ፡ ለመንቅሕያነ ፡ ምዉት ፡ እስመ ፡ ኩሉ ፡ ዘይገብር ፡ ዘንተ ፡ ግብረ ፡ ርኩስ ፡ ውእቱ ፡ በቅድመ ፡ እግዚእብሔር ፡ እምላክከመ ።

፩ሺ፷፻፶፫ ረሰጣ ፡ ጅወጃቱ ፡ ረሰጣ ፡ ጅወጃቱ ፡ መሠርይ ፡ ወዘይጤየር ፡ ዲበ ፡ እንጽፎ ፡ ሐመድ ፡ ወፍሬ ፡ ዕቦው ፡ ወሕጠታተ ፡ ዛጉል ፡ ወመንቅሕያነ ፡ ምዉት ፡ ወመራክራን ፡ እሕላም ፡ ወስብእ ፡ ፋል ፡ ወገባርያነ ፡ ኩርበታት ፡ ይጎድጉ ፡ ወእመ ፡ እኮ ፡ ይሰደዱ ።

፩ሺ፷፻፶፬ ደቅያ ፡ ጅወጃቱ ፡ ወኢይሳተፍ ፡ ፩ዱ ፡ እመሃይምናን ፡ ምስለ ፡ መሠርያን ፡ ወማእምራን ፡ ወዘገብረ ፡ ዘንተ ፡ ወተሳተፎሙ ፡ ወዘይሴእሎሙ ፡ ወያጸድቅ ፡ ቃሎሙ ፡ ወዘሂ ፡ ያበውለሙ ፡ ውስተ ፡ ቤቱ ፡ ወቦእ ፡ ቤቶሙ ፡ ወበልዑ ፡ እክሎሙ ፡ ወስተየ ፡ ስቴሆሙ ፡ እመሂ ፡ ኮነ ፡ እምካህናት ፡ ለይደቅ ፡ እመዓርጊሁ ፡ ወይክልእዎ ፡ እምትድምርተ ፡ መሃይምናን ፡ ወእመሂ ፡ ኮነ ፡ እምሕዝባውያን ፡ ይትገጎሥ ፡ እምተደምሮቶሙ ፡ ወለእመ ፡ ነስሐቱ ፡ የሀብዎሙ ፡ ንስሐ ።

ስለ ፡ ከሐድያን ፡ ቅጣት ።

የታቸው ፡ የተመለሱ ፡ ሰዎች ፡ ከመዓርጋቸው ፡ ወደ ፡ ዝቅተኛ ፡ መዓርግ ፡ ይውረዱ ።

፩ሺ፷፻፶፭ ሺኛ ፡ ምዕራፍ ፡ ምሊጋና ፡ ይግባውና ፡ እንደ ፡ ልዑል ፡ እምላክ ፡ እምላክ ፡ ወደ ፡ አልሆነ ፡ ወደ ፡ ሌላ ፡ እምላክ ፡ ስለሚወስድ ፡ ስለቅጣት ፡ ፍርድ ፡ ይናገራል ። ይኸውም ፡ እንደሚረጭ ፡ ሥራይ ፡ እንደሚያደርግ ፡ አመድ ፡ በመነሰነስ ፡ በእንጨት ፡ ፍሬ ፡ በተረር ፡ ቃሞ ፡ በሰሌን ፡ በዛጎል ፡ ቅንጣት ፡ በጥንቆላ ፡ እንደማሟረት ፡ ያለ ፡ ነው ።

፩ሺ፷፻፶፮ ትቤ ፡ መሠርይን ፡ እታድነው ። (ዘጸ ፡ ፳፪ ፡ ፲፰) ። መጅ ፡ ወንድና ፡ ሴትም ፡ ሚርተኞች ፡ ወይም ፡ መሠርዮች ፡ ቢሆኑ ፡ ሞትን ፡ ይሙቱ ። በደንጋይም ፡ ይውገሩአቸው ። በደለኞች ፡ ናቸውና ፡ ደማቸውም ፡ በራሳቸው ፡ ላይ ፡ ነው ።

፩ሺ፷፻፶፯ ትሂ ፡ የሚርተኞችንና ፡ የጠንቋዮችን ፡ ትምህርት ፡ የሚሻ ፡ ወይም ፡ ፊት ፡ እይቶ ፡ የሚያደላ ፡ ወይም ፡ መሠርይ ፡ ወይም ፡ የሚያሟርት ፡ ወይም ፡ መርጨትን ፡ የሚረጭ ፡ ወይም ፡ የሚርት ፡ ሰዎችንና ፡ ሙት ፡ አንሽዎችን ፡ የሚጠይቃቸው ፡ በውስጣቸው ፡ አይገኝ ። ይህን ፡ ሥራ ፡ የሚሠራ ፡ ሁሉ ፡ በፈጣሪያቸው ፡ በእግዚእብሔር ፡ ፊት ፡ ርኩስ ፡ ነውና ። (ዘዳ ፡ ፲፰ ፡ ፱-፲፪) ።

፩ሺ፷፻፶፱ ረሰጣ ፡ ጅጃ ፡ ረሰጣ ፡ ጅጃ ። ሥር ፡ የሚምስ ፡ አመድ ፡ የእንጨት ፡ ፍሬ ፡ የዛጎል ፡ ቅንጣትም ፡ በመበተን ፡ የሚያሟርት ፡ ሙት ፡ የሚያስነሡም ፡ ሕልም ፡ ተርጓሚዎችም ፡ የጥንቆላ ፡ ሰዎች ፡ ከታብ ፡ አድራጊዎችም ፡ ይተዉ ። ባይተዉ ፡ ይሰደዱ ።

፩ሺ፷፻፷ ደቅያ ፡ ጅጃ ። ከምእመናን ፡ እንደ ፡ ከመሠርያንና ፡ ከጠንቋዮች ፡ ጋር ፡ እንድ ፡ አይሁን ። ይህንም ፡ ያደረገ ፡ የተቀላቀላቸው ፡ የሚጠይቃቸው ፡ ቃላቸውንም ፡ እውነት ፡ ነው ፡ የሚል ፡ ወደቤቱም ፡ የሚያስገባቸው ፡ ወደቤታቸውም ፡ የገባ ፡ እህላቸውን ፡ የበለ ፡ መጠጣቸውንም ፡ የጠጣ ፡ ከካህናት ፡ ወገን ፡ ቢሆን ፡ ከሹመቱ ፡ ይሻር ። ከምእመናንም ፡ አንድነት ፡ ይከልክሉት ። ከሕዝባውያን ፡ ወገን ፡ ቢሆን ፡ ግን ፡ ከእንድነታቸው ፡ ይራቅ ። ቢመለሱም ፡ ንስሐ ፡ ይስጧቸው ።

አንቀጽ : ፵፮ ።

ሰለ : ነፍስ : ገዳዮች ።

አንቀጽ : ፵፱ ትቱ :

በእንተ : ቀቲል : ወተነኔሁ : ሥጋዊ : ወመንፈሳዊ : ዘተነግረ : በቀኖናሁ ።

አንቀጽ : ፶፬ ።

ሰለ : መግደልና : በእንቀጽ : ሰለተነገረ : ሥጋዊና : መንፈሳዊ : ቅጣቱ : ይናገራል ።

፩ሺ፷፻፶፭ ቀቲልሰ : እምጉልቂ : ዐበደት : ኃጣውእ : ክሉእት : ወውጉዛት : በልብ : ወበሕግ : ወኢይትፈጸም : ዝንቱ : ዘእንበለ : በቀቲሰ : ሥጋ : ወበእውፅእተ : ነፍስ : በተነኔ : ሥጋዊ : እምነበ : መኩንን : ሥጋ : ከመ : ይትፈጸም : ሕግ : ሥጋዊ ። ወእመኔ : ኢተከሥተ : ይኩን : ኮነኔሁ : መንፈሳዊ : እምነበ : መኩንን : ነፍሳት : ዘውእቱ : ሊቀ : ካዛናት : ከመ : ይርከብ : ድኅነ : እምተነኔ : ዘደረከቦ : በዓለም : ዘኢየንልፍ ።

፩ሺ፷፻፶፭ መግደልሰ : በልብና : በሕግ : ከተከለከሉት : ከተለዩትም : ከታላላቁ : ኃጣውእ : ቀጥር : ነው ። ይህም : ሥጋዊ : ኋግ : ይፈጸም : ዘንድ : ከሥጋዊ : ጻኛ : ዘንድ : በሥጋዊ : ፍርድ : ሥጋን : በመግደልና : ነፍሱን : በማውጣት : (በማዳን) : ካልሆነ : በቀር : አይፈጸምም ። ባይገለጽም : መንፈሳዊ : ቅጣቱ : ከነፍሳት : ጻኛ : ዘንድ : ይሁን ። ይኸውም : የካዛናት : ኦሊቃ : ነው ። በማደልፈው : ዓለም : ከሚያገኘው : ቅጣት : ይደን ዘንድ ።

፩ሺ፷፻፶፮ ወቀቲልኒ : ይትከፈል : ንበ : ጀቱ : እከፋል : ፩ዱ : እምኔሆሙ : ዘኢይደልም : ኮነኔ ። ጠሰ : ጃወጃቱ : ወውእቱ : ዝንቱ : ዘእልቦቱ : ልብ : ወለዘኢፈድፈደ : መዋዕሊሁ : እም፯ቱ : ዓመታት : ወለሰካሪኒ : በእንተ : ዘኮነ : ኮነኔሁ : ከመ : ዘእልቦቱ : ልብ : ኢይደልም : ቀቲል : እሰመ : ወእቱ : እጥፍእ : ልቦ : በሥምረተ : ዘእሁ : ወለዕቡድሰ : ወዝንጉሰ : ይጠፍእ : ልቦሙ : ዘእንበለ : ሥምረቶሙ : ወኢይኩን : ኮነኔሁ : ከመ : ኮነኔሆሙ ። ወልብኒ : ይፈትሕ : ከመ : ወእቱ : እመ : ኮነ : ልሙይ : በሰኪር : ወሰእመ : ኮነ : በተሃርብዶ : እይከውን : ኮነኔሁ : ከመ : ኮነኔሆሙ : ወፈድፋደሰ : ለእመ : ቀተለ : በሰካፍ : ምዕረ : ዳግመ : እው : ለእመ : ኮነ : ማእከሌሁ : ወማእከለ : ቅቲል : ባእስ : እምቀዲሙ ።

፩ሺ፷፻፶፮ መግደልም : ከሁለት : ከፍል : ይከፈላል ። ከእነርሱም : እንዲ : ቅጣት : የማይገባው : (የማያስቀጣ) : ነው ። ጠሰ : ጃወጃ ። ይኸውም : እእምሮ : የሌለው : ነው ። ዘመኑም : ከኒ : ዓመት : ላልቦዛ : ለሰካሪምም : ፍርዱ : እእምሮ : እንደሌለው : ሰው : ሰሰሆነ : ሞት : አይገባውም ። ርሱ : በፈቃዱ : እእምሮውን : አጥፍቷልና ። ለሰብድና : ለዝንጉሶ : ግን : አእምሯቸው : ያሰፈቃዳቸው : ይጠፋል ። ቅጣቱም : እንደ : ቅጣታቸው : እይሁን ። እርሱ : በሰካር : የሰመደ : እንደሆነም : ልብ : ይፈርዳል ። በመን ይላቀቅ : በሆነ : ግን : ቅጣቱ : እንደ : ቅጣታቸው : እይሆንም ። ይልቁንም : በመሰከፍ : ፩ : ጊዜ : ሁለት : ጊዜ : በገድል : ወደም : በሚችና : በገዳይ : መካከል : ከጥንት : ጠብ : ቢኖር :

፩ሺ፷፻፶፯ ወለእመ : እኮነ : ሰወቀ : በተሃርብዶ : ወንልቦ : ባእስ : ማእከሊሆሙ : ይትኩንን : በኮነኔ : ሰካርያን : ወይኩን : ኮነኔሁ : ከመ : ኮነኔሁ : ለዘተተለ : ዘእንበለ : ፈቃዱ ።

፩ሺ፷፻፶፯ በመቀማጠል : (በመንደላቀቅ) : የታወቀ : ካልሆነ : በመካከላቸውም : ጠብ : ባይኖር : በሰካሪሞች : ቅጣት : ይቀጣ ። ቅጣቱም : ያለፈቃዱ : እንደገደለ : ሰው : ቅጣት : ይሁን ።

፩ሺ፷፻፶፰ ወለዘገ : እገበርም : ከመ : ይቅትል : ለእመ : ኮነ : ዘእንበር : መኩንን : ወእቱ : ላዕለ : ሥጋ : አልቦ : ሰዳ : በላሰሌሁ ። ወለእመ : ኮነ : ካልእ : አዛዜ : ሥሉጠ : ላዕለ : ተአዛዜ : ይደሉ ኮነኔሁ : ላዕለ : አዛዜሁ ። ወእመሰ : እኮነ : ሥሉጠ : በላሰሌሁ : ወኢይፈርዘ : እምኔሁ : ይደሉ : ኮነኔሁ : ላዕለ : ተአዛዜ ።

፩ሺ፷፻፶፰ እንዲገደል : ለአሰገደዱት : ሰው : ያሰገደ ደው : ሥጋዊ : ጻኛ : በሆነ : በእርሱ : ላይ : ሰዳ : የለበትም ። ሌላው : እዛዥ : በታዛዥ : ላይ : ሥልጣን : ያለው : በሆነ : ቅጣቱ : ለአዛዥ : ይገባል ። በእርሱ : ላይ : ሥልጣን : ያለው ባይሆን : ግን : ከእርሱም : የተነግ : የማይፈራ : በሆነ : ቅጣቱ : ለታዛዥ : ይገባል ።

፩ሺ፷፻፶፱ ወካልእ : ክፍል : ዘይደሉ : ኮነኔ : በላሰሌሁ : በዘይመጽእ : ጥያቄሁ : ወውእቱ : ካልእ : እም

፩ሺ፷፻፶፱ ሁለተኛው : ክፍል : በሚመጣው : መረጃ : በእርሱ : ላይ : የሚገባውን : ቅጣት : ይናገ

አንቀጽ : ፵፯ ።

ሰለ : ነፍሰ : ገዳዮች ።

ዘቀደመ : ዘክርተ : ።

ገራል ። ይዘም ። እስቀድሞ ። ከተነገረው ። ሌላ ። ነው ።

፩ሺ፯፻፷ ወቀትልሰ : ላዕለ : ፎቱ : እክፋል : ፩ዱ : እም ኒሆሙ : ዘእልቦቱ : ተግግጥ፡ ላዕሌሁ : ወቀ ትል : ወባሕቱ : ትእዛዝ ። ወውእቱ : ፎቱ : እክፋል : ፩ዱ : እምኒሆሙ : በእንተ : ዘእ.ዮ.ፈ. ቅድ : ቀቲሰ : ወደክውን : ቀትል : እምተእን ትሉ : ወ፩ : እምኒሆሙ : ዘደፈቅድ : ቀቲሰ : ወደትገንገሥ : እምተሠጥዎተ : ቅትሉቱ ።

፩ሺ፯፻፷ መግደልሰ : ሁለት : ክፍል : ነው ። ከእነርሱም አንዱ : ቅጣትና : ሞት : የሌለበት : ነው ። ነገር ግን : ትእዛዝ : ነው ። እርሱም ። ፪ : ክፍል : ነው ከእነርሱም ። መግደልን ። ስለመገደድና ። ከቸ ልተኝነት ። የተነገገ ። ስለሚገኘው ። መግደል ። ነው ። ከእነርሱም ። አንዱ ። መግደልን ። የወ ያደ ። ለመግደልም ። መልስ ። ከመስጠት ። የራቀ ነው ።

፩ሺ፯፻፷፩ ትቤ : ለእመ : ተረክበ : ሰራቁ : ውስተ : ክርየተ : ቤት : ወዘበጥዎ : ወሞተ : እልቦ : ሶዳ : ላዕለ : ቀታሊሁ : ወእመሰ : ሠረቀ : ቦሐዶ : ላዕሌሁ : ይደልዎ : ሞት : ስቀታሊሁ።

፩ሺ፯፻፷፩ ትቤ : ሌባ : ቤት : በመቆፈር ። በገኝና ። ደብ ድበውት ። በሞት ። በገዳዩ ። ሶዳ ። የለበትም ። በሐዶ ። ብትወጣበት ። ግን ። ለገዳዩ ። ሞት ። ይገባዋል ። (ዘፀ : ፳፱ ። ፪ - ፩) ።

፩ሺ፯፻፷፪ ጠስ : ሰጠዎቱ : ወለፈያታዋሰ : ይደሉ : ዙሉ : ለለ፩ዱ : ፩ዱ : ከመ : ይቅትሉ : ለእመ : ኮን : ዘእ.ዶ.ት.ዘ.ሰ.ሎ : ይድገን : እምኒሁ : ዘእንበለ : ሕሠም : ዘደረከባ : ለነፍሱ ።

፩ሺ፯፻፷፪ ጠስ : ጠ። ሽፍታን ። ግን ። እንዲም ። አንዱ ። ሁሉ ። ሊገለው ። ይገባል ። ስውነቱን ። ከሚያገኛት ። ጥፋት ። በቀር ። ከእርሱ ። ሊደን ። የማይቻለው ። ከሆነ ።

፩ሺ፯፻፷፫ ዘሰጠዎቱ : ወእልቦ : ሶዳ : ካሰበ : ላዕለ : ዘደቀትል : ብእሱ : ዘመጽአ : ንበ : ቤቱ : ሌሊተ : ለእሕሥም : በእንተ : ተግባሩ : እንበ ያነ : ሕይወተ : ነፍሱ ።

፩ሺ፯፻፷፫ ሰ። ማመኛም ። ክፍ : ለመሥራት ። በሌ ሊት ። ወደቤቱ ። የመጣውን ። ሰው ። ነፍሱን ። ስለማዳን ። በመጠበት ። በገደለው ። ሰው ። ላይ ። ሶዳ ። የለበትም ።

፩ሺ፯፻፷፬ ዘገጠዎቱ : ወሰብአ : ጽልአ : እለ : ይጸብአ : ወእለሃ : ጉዩ : ንቤቱም : በሰዶፍ : ይገባቱዩ :

፩ሺ፯፻፷፬ ገ። የሚዋተ ። የሰልፍ ። ሰዎች ። ወደእነርሱ ም ። የሸሹ ። በሰዶፍ ። ይደብደቡ ።

፩ሺ፯፻፷፭ ዘሰጠዎቱ : ወዘደእንዘ : ለዘመመ : ምስለ : ብእሱቱ : ለእመ : ተዳደቆ : ወተተሎ : እ.ዶ. ደሉ : ላዕሌሁ : ዙነኔ : ቀታሊ : ወዘሐመዮ : ለብእሱ : በእርኩሶተ : ንጽሐ : ለብእሱቱ : ወን ገር : ቺተ : ገዜያተ : ወፈነው : ዘዩንዘር : ዘንተ : በቅድመ : ስማሶታት : ምእመናን : ወለእመ : ተረክበ : ምስለሃ : እመሂ : ውስተ : ቤቱ : እው : ውስተ : ቤታ : እው : በመካነ : ስታዶ : እው : በመካነ : ነገዘ : ብፍር : ወተ ተሎ ። ምተ : ዘእሃ : በእደሁ : እ.ዶ.ረክቦ : ሰዳ ። ወለእመ : ረክቦ : በካልእ : መካነ : እው : በቤተ : ክርስቲያን : ይመጥዎ : ሰሊቅ ። ዘዶ ፈትሕ : ላዕለ : ኃጣውእ : ወለእመ : ሞዎ : በት ድሚሁ : በሰምሀ : ቺቱ : ይደሉ : ላዕሌሁ : ፍትሐ : ዘማውያን ።

፩ሺ፯፻፷፭ ሰ። የሚሰቱ ። ጋር ። የሚሰሰውን ። የያ ዘው ። ሰው ። በድንገት ። እግኝቶ ። ቢገደለው ። የገዳዩ ። ቅጣት ። በእርሱ ። ላይ ። እያገባም ። የሚሰቱን ። ንጽሕፍ ። በማርክስ ። ሰውን ። ያማ ። ሰው ። ቺ ። ገዜ ። ቢነገረው ። በታመኑ ። ምስክ ሮች ። ፊት ። ይህን ። የሚነገረው ። ቢልከም ። ከዘቦ ። በኋላ ። ከእርሰዎ ። ገራ ። ሲነጋገር ። ቢገኝ ። በቤቱ ። ወደም ። በእርሰዎ ። ቤት ። ወደም ። በመጠጥ ። ቤት ። ወደም ። በብር ። እንጥረኛ ። ቤት ። በገን ። ባሏም ። በእጁ ። ቢገ ድለው ። ሶዳ ። እያገኘውም ። በሌላ ። ቤት ። ወደም ። በቤተ ። ክርስቲያን ። ቢያገኘው ። በወ ንጆል ። ለሚፈርድ ። ጻኛ ። ይሰጠው ። በጻኛ ውም ። ፊት ። በምስት ። ምስክር ። ቢረታው ። የዘማውያን ። ፍርድ ። በእርሱ ። ላይ ። ይገባል ።

፩ሺ፯፻፷፮ ዳግም : በእንተ : አግብርት : ወዘመድ : ለእ ግብርትሰ : ፎቱ : ቃላት : ንቡራን : በእንቲእ ሆሙ ። ቀዳማዎ : ትቤ : ዘ፩ዱ : ወለእመ : ዘዘጠ : ፩ዱ : ገብሮ : እው : እመቶ : በበትር :

፩ሺ፯፻፷፮ ፪ኛው ። ስለባሮችና ። ስለዘመዶች ። ይናገ ራል ። ለባሮችስ ። ስለእነርሱ ። የተጻፉ ። ሁለት ። አሉ ። መጀመሪያው ። ትቤ ። ፩ ። አንድ ። ሰው ። ወንድ ። ባሪያውን ። ወደም ። ሴት

ወሞተ : ታሕተ : አዲሁ : ይትኩንን : በኩ
ነኔሁ ። ወለአመሰ : ሐይወ : አሐደ : ዕለተ :
እው : ጀተ : ኢይትኩንን : እስመ : ንዋየ :
ዚእሁ : ውእቱ ።

፩ሺ፷፻፷፯ ጠሰ : ማወጃቱ : ወዘቀሠፈ : ፩ደ : እምእግብር
ቲሁ : በአነዳ : አው : በበትር : ወኮነ : በዝንቱ፡
ሞተ : ዚአሁ : ኢይፍትሐ : ላዕሌሁ : ፍትሐ :
ቀታሊ ። ወለአመሰ : ኮነ : ዘቀሠፎ : አብዝህ :
ቀሢፎቶ : እው : ቀተሎ : በሕምዝ : አው : እው
ዐዮ : በአሳት : ይትኩንን : ኩነኔ : ቀታሊ ።

፩ሺ፷፻፷፰ ወቀል : ዳግማዊ : መክ : ማወጃቱ : ወአመቦ፡
ዘቦቱ : ገብር : ዘአበሰ : አበሳ : ዘይደሉ : ለቀ
ቲል : ያብጽሐ : ለውእቱ : ገብር : እግዚአ :
ገበ : መኳንንት : ከመ : ይኩንንም : በአበ
ሳሁ : ወለአመሰ : ተገበለ : ላዕለ : ቀተሎቱ :
ዘአለቦቱ : ሥልጣን : አው : ዘአኮነ : ብወሐ :
ቦቱ : በአንተ : ዝንቱ : ይደሉ : ላዕሌሁ : ፍትሐ
ቀትል ።

፩ሺ፷፻፷፱ ወበእንተ : እዝማድሰ : ሀ : ሄቱ : ቃላት :
ተዳማዊ : ትሔ : እይቅትልም። ለአበው :
ህዮንተ : ውሉይ። ወአለውሉድ : ህዮንተ :
እበዋሆ። ።

፩ሺ፷፻፸ፀ ወዳግማዊ : ጠሰ : ማወጃቱ : ዘይቀትል : አዝ
ማዲሁ : እምእቡሁ : ላዕለ : ወእምውሉድ :
ዘበታሕቱ : ወቅሩባኒሁ : ይመጥውም : ለኮ
ነኔ ። ወዐ : ካልእ : ፍፍ : ዘይደሉ : ላዕሌሁ :
ኩነኔ : ዘሂ : ይሕዝዝ : ከመ : ይቅትሉ : አው :
ዘለሊሁ : ገብረ ።

፩ሺ፷፻፸፩ ወለአዛዚሰ : ጠሰ : ማወጃቱ : ወብአሲ : ዘይ
ሌዝዝ : ሰብአ : ከመ : ይቅትል : ይፍትሐ :
ላዕሌሁ : ፍትሐ : ቀታሊ : ወግብረኒ : ዘይትኩ
ዘዝ : ሎቱ : እመኒ : በትምድንት : ጎብአት :
ዘከመ : ሕምዝ : ወሥራይ : ወአውዕዮ : በእ
ሳት ። ጠሰ : ማወጃቱ : እስመ : ይወስድም : በኩ
ነኔ : ቀታልያን : ለዘሂ : ይገብር : ሕምዝ : ለቀ
ቲል : ሰብአ : አው : ለዘዐሎ : ንቤሁ : ሕምዝ :
ወደውደጥ : ኪዮሁ ።

፩ሺ፷፻፸፪ ወአመቦ : አግዳዚ : አው : ገብር : በምንትኒ :
ፍፍት : እምፍፍዋት : ዘወዘበ : ስቱ : ሕምዝ :
አመሂ : ብአሲት : ለብአሲገ : አው : ብአሲ :

ባሪያውን : በበትር : ቢመታፍ : በእጁ : ቢሞት
በቅጣቱ : ይቀጣ ። (በገደለበት : ይመት) :
አንድ : ቀን : ወይም : ሁለት : ቀን : ይገና :
ቢሆን : አይቀጣ ። ገንዘቡ : ነውና ። (ዘፀ : ፳፩ :
፳ - ፳፪) ።

፩ሺ፷፻፸፮ ጠሰ : ማጃ ። ከባሮቹ : አንዱን : በአለንጋ :
ወይም : በአርጫሚ : (በጫንገር) : የገረፈ :
ሰው : ሞቱም : በዚህ : ቢሆን : የገዳይ : ፍርድ :
አይፍረዱበት ። ገራፈው : አብዝቶ : የገረፈው :
ቢሆን : ወይም : በመርዝ : ቢገድለው : ወይም :
በአሳት : ቢያቃጥለው : በገዳይ : ቅጣት :
ይቀጣ ።

፩ሺ፷፻፸፯ ሁለተኛው : ነገር : መክ : ማጃ ። ለሞት : የሚ
ያበቃ : በደል : የበደለ : ባሪያ : ያለው :
ሰው : ቢኖር : በቅጣቱ : ይቀጡት : ዘንድ :
ኔታው : ያነን : ባሪያ : ከዳኞች : ያድርሰው ።
ሥልጣን : የሌለው : ሰው : ወይም : የማይገባው
ሰው : እርሱን : ለመግደል : ቢደፍር : ግን :
ሰለዚህ : የሞት : ፍርድ : በእርሱ : ላይ : ይገ
ባል ።

፩ሺ፷፻፸፰ ስለ : ዘመዶችሰ : ጀ : ፍርዶች : እሉ ። መጀ
መሪያው : ትሄ ። እባቶችን : ስለልጆቻቸው :
ፈንታ : ልጆችንም : ስለአባቶቻቸው : ፈንታ :
እያግደሉአቸው ። (ዘዳ : ፳፱ : ፲፮) ።

፩ሺ፷፻፸፱ ጠሰ : ማጃ ። ወደላይ : ከአባቱ : ወገን : ዘመዶ
ቹን : ከልጆቹም : ወገን : ወደታች : ያሉትን :
ቅርብ : ዘመዶቹንም : የገደለውን : ሰው : ለቅ
ጣት : ይሰጡት ። በእርሱም : ላይ : ቅጣት :
የሚገባ : ሌላ : መንገድ : አለ ። እንዲገድሱ :
የሚያዝዝ : ወይም : እርሱ : ይህን : ቢያደርግ ።

፩ሺ፷፻፸፩ ለአዛዥሰ : ጠሰ : ማጃ ። እንዲገድል : ሰውን
የሚያዝዝ : ሰው : በእርሱ : ላይ : የገዳይ :
ፍርድ : ይፍረዱበት ። የሚታዘዝሰት : እድራ
ገውም : በተሸሸገች : ተንኮልም : ቢሆን : ይኸ
ውም : እንደመርዝና : እንደ : ሥራያ : በእ
ሳትም : እንደማቃጠል : ያለ : ነው ። ጠሰ :
ማጃ ። በነፍሰ : ገዳዮች : ቅጣት : ይወስዱታ
ልና : ሰውን : ለመግደል : መርዝ : የሚያ
ዘጋጅ : ወይም : መርዝ : በእርሱ : ዘንድ : ለእ
ለው : እርሱንም : ለሚሸጥ ።

፩ሺ፷፻፸፪ ኔታ : ወይም : ባሪያ : ከሥራ : በማናቸውም :
ሥራ : የመርዝ : መጠጥ : የሰጠ : ቢኖር : ሴት :
ለባሏ : ወይም : ባል : ለሚሰቱ : ሴት : ባሪያ :

አንቀጽ : ፵፮ ።

ሰለ : ነፍስ : ገዳዮች ።

ሰብአዊ፣ እው : እመት : ለእግዝእታ : እው : ገብር : ለእግዚእ : ወሐመ : እምዘንቲ : ግብር : ወዘእስተየ : ሰቲ : ለቤዴ : ወሞተ : ይትኩንኑ : በመብላሕት ።

ሰእመቤቷ : ወደም : ወንድ : ባሪያ : ለጌታው : ቢሆን : ክዚህ : ሥራ : የተነሣ : ቢታመም : ለባልንጅራውም : መርዝ : እጠጥቶት : ቢሞት : በሰይፍ : ይቀጡ ።

፩ሺ፳፻፸፫ ወእለ : ይዴውዑ : እገንንተ : ለቀተለ : ሰብእ : ይትኩንኑ : በሰይፍ : እመሰ : ገብሩ : ዘንተ : በእያእምሮቶሙ : ይሰደዱ : ወደነ ሰሐ ።

፩ሺ፳፻፸፫ ሰውን : ለመግደል : ጋኔን : የሚሰቡ : በሰ ይፍ : ይቀጡ ። ይህን : ባለማወቃቸው : ቢሠሩት : ግን : ይለዩ ። ንስሐም : ይግቡ ።

፩ሺ፳፻፸፬ ቀኖናሁሰ : ለውሰየተ : እሳት : ናሁ : ተን ግረ : ወዘከሠትሰ : ኀወፎቲ : አክፋል : ወእቲ :

፩ሺ፳፻፸፬ በእሳት : የማቃጠል : ፍርድ : ግን : እነሆ : ተነገረ ። የተገለጸውስ : ኀፀ : ክፍል : ነው ።

፩ሺ፳፻፸፭ ቀዳማዊ : ለእመ : ፈተደ : ይቅትል : ብእሴ : በገሃድ : ወተተሎ ። መጅ : ወዘተተለ : ብእሴ : በግፍዕ : ይትቀተል : ህዩንቴሁ : ወዘንቲ : ፍትሕ : ይኩን : ለክሙ ።

፩ሺ፳፻፸፭ መጅመሪያው : ሰውን : በግልጥ : ሊገድል : ወድዶ : በገድለው : መጅ ። ሰውን : በግፍዕ : የገደለ : ሰው : ስለ : እርሱ : ፈንታ : ይሙት ። ይህም : ፍርድ : ይጽናላችሁ ።

፩ሺ፳፻፸፮ ትቤ : ወተሉ : ብእሴ : ዘበጠጠ : ብእሴ : ወሞተ : ለይቅትልም : ህዩንቲሁ : ወለእመ : ኮነ : ልሙደ : ወተማገሳን : በምሥዋሶ : ንሥ እም : እምህየ : ወቅትልም ።

፩ሺ፳፻፸፮ ትቤ ። ሰውን : የመታ : ሰው : ቢሞትም : ስለእርሱ : ፈንታ : ይግደሉት ። የለመደም : ቢሆን : በመሠውያውም : ቢማፀን : ከዚያ : ወስዳችሁ : ግደሉት ። (ዘፀ : ፳፩ : ኀፀ - ኀ፱) ።

፩ሺ፳፻፸፯ መክ : ሃወፎቲ : ወዘእቀሰሎ : ሸዱሂ : ለካ ልእ : በጎጸን : እው : ዘበጠ : በእብን : እው : በሶሶ : ከመ : ይሙት : ወእምዘ : ሞተ : ይደ ልም : ለውእቲ : ተታሊ : ይትተተል : ህዩን ቲሁ ። ወእመሰ : መሐርም : አዝማዲሁ : ለቅ ቲል : ይደሉ : ሳሶሊሁ : ፍትሕ : ንስሐ : ጥዩቅ : ለዓለም : ወባሕቲ : በእንተ : ተመደሙቲ : ነዘ : እግዚእብሔር : ይምሐርም : በንስሐ ።

፩ሺ፳፻፸፯ መክ : ሃጅ ። እንዴ : ሌላውን : በብረት : ቢያቆስለው : ወደም : በደንጋዶ : ወደም : በዕን ጨት : እንዲሞት : ቢመታው : ከዚህም : በኋላ ቢሞት : ገዳዩ : ስለእርሱ : ፈንታ : ሊሞት : ይገባዋል ። የሚች : ወገኖች : ይቅር : ቤሉት : ግን : የታወቀ : የንስሐ : ፍርድ : ለዘለዓለም : ለእርሱ : ይገባል ። ነገር : ግን : ወደ : እግዚእብ ሔር : ስለመመለሱ : በንስሐ : ይቅር : ይበ ሉት ። (ንስሐውን : ይቅልሉለት) ።

፩ሺ፳፻፸፰ ክፍል : ዳግማዊ : ዘደፈቅድ : ቀተለ : ብእሴ እመር : ወእምዘ : ቀተለ : ብእሴ : ካልእ : ዘእ ኮነ : ይፈቅድ : ቀትሰ : ዘአሁ : ይትፈቃሕ : ከመ : ወእቲ : እመ : ኮነ : ብእሴ : ዘመፍቀዱ : ቀተል ። ወምሳኔሰ : ይፈትሕ : ከመ : እመ : ዘኮነ : ይፈቅድ : ቀተሎቶ : ይደሉ : ተግማጽ : ሳዕለ : ቀታሊሁ : ወደክውን : ፍትሕ : ሳዕለ : ዘተቀትለ : ከመ : ይፍትሕ : ለዘድጎን : ሰበ : ይቅትልም ። ለእመሰ : እተጠየቀ : ይኩን : ፍት ሕ : ፍትሕ : ዘቀተለ : ዘእንበለ : ፈቃዱ : ወናሁ : ተንግረ : በተፍጽሜተ : እንቀጽ ።

፩ሺ፳፻፸፰ ሁለተኛው : ክፍል : የታወቀ : ሰውን : ለመ ግደል : የሚወድ : ሰው : ከዚህም : በኋላ : ያል ወደደውን : ሌላውን : ሰው : ቢገድል : መግ ያል : ፈቃዱ : የሆነ : ሰው : ከሆነ : እንደዚ ያው : ይፈረድበት ። መግደሉን : የሚሻ : ከሆነ : ግን : በገዳዩ : ላይ : ቅጣት : እንደሚ ገባ : እስተያየት : (ልቡና) : ይፈርዳል ። የተገደ ሰው : ሰው : ፍርድ : በሚገድሉት : ጊዜ : እንደ ዳነ : ሰው : ፍርድ : ይሆናል ። ባይረጋገጥ : ግን : ፍርዱ : ያሰፈቃዱ : እንደ : ገደለ : ሰው : ፍርድ : ይሁን ። በእንቀጽ : መጨረሻም : እነሆ : ተንግሯል ።

፩ሺ፳፻፸፱ ክፍል : ሣልስ : ለእመ : ዘበጠ : ሸዱ : ብእሴ ካልእ : በንዋዶ : ዘቦቲ : ይክውን : ቀትል : ወሞዶ : ዘከመ : ንዋየ : ሐቅል : ወእእባን : እንዘ : ሊደፈቅድ : ቀተሎቶ : ወቀተሎ ።

፩ሺ፳፻፸፱ ፫ኛ : ክፍል ። እንድ : ሰው : ለሞት : በሚያ ደርስ : በሌላ : መሣሪያ : ቢመታና : ቢያደክ መው : ይኸውም : እንደ : ጦር : መሣሪያ : እንደ : ደንገያ : ያለ : ነው ። መግደሉንም : እንደ

፩ሺ፯፻፹፱ ጠስ ፡ ግዕዝቱ ፡ ዘይብብረ ፡ ለ፩ዱ ፡ በሰይፍ ፡
 ወለአመ ፡ ተተሎ ፡ ይትተሉል ፡ በሰይፍ ፡ ወአ
 መሰ ፡ አሞተ ፡ ዘተዘብጠ ፡ ይምትፍ ፡ እዲሁ ፡
 ለዘባጠ ፡ አሰመ ፡ ያረረ ፡ ውእቱ ፡ ከመ ፡ ይስ
 ፍሕ ፡ አዲሁ ፡ ለመቲር ፡ በሰይፍ ፡ ወለአመ ፡
 ተዳደቆ ፡ ተባኢሶ ፡ ማእከለ ፡ ሰብእ ፡ መሞተ ፡
 ፩ዱ ፡ ብእሲ ፡ በውስቱታ ፡ ለይትረአይ ፡ ንዋይ ፡
 ዘቦቱ ፡ ተቀትለ ፡ ወለአመ ፡ ኮነ ፡ በትረ ፡ ገዢፈ
 አው ፡ አብነ ፡ ዐቢየ ፡ አው ፡ ዘይከውን ፡ አም
 ኔሁ ፡ ከዋነ ፡ ተትል ፡ ይፍትሑ ፡ ቦቱ ፡ ወለአ
 መሰ ፡ ኮነ ፡ ተቲል ፡ በዘይቀልል ፡ እምኔሃ ፡ ይዘ
 ብተዎሙ ፡ ወይስድድዎሙ ።

፩ሺ፯፻፹፩ ክፍል ፡ ራብዕ ፡ ወለአመ ፡ ኮነት ፡ ዛቱ ፡ ዝብ
 ጠት ፡ ኅበ ፡ ብእሲ ፡ ካልአ ፡ ዘአኮነ ፡ ይረቅድ ፡
 ተተሎቶ ፡ ወተተሎ ፡ ወዘንቱኒ ፡ ለእመ ፡ ተማ
 ኅፀነ ፡ ኅበ ፡ ቤተ ፡ እግዚአብሔር ፡ ይድገን ፡
 ወአመ ፡ አኮሰ ፡ ራታሐ ፡ ይፍትሕ ፡ ማእከሉ
 ዮሙ ፡ ወይዕርቆ ፡ ምስለ ፡ ሰብእ ፡ ይም ፡ ወዘ
 ንቱ ፡ ዝዘር ፡ በክፍል ፡ ዳግማዊ ፡ እሰመ ፡
 ዝንቱ ፡ አገብረ ፡ በእንተ ፡ ተቲል ፡ ወባሕቱ ፡
 ራቀደ ፡ ዝብጠተ ፡ ወተቀትለ ፡ በሰሕተት ፡ ወለ
 አመ ፡ አልቦ ፡ ዕርቅ ፡ ይደልዎ ፡ ስደት ።

፩ሺ፯፻፹፪ ክፍል ፡ ኃምስ ፡ ለአመ ፡ ዘበጠ ፡ በንዋይ ፡
 ዘአይከውን ፡ ቦቱ ፡ ተትል ፡ ዝብጠተ ፡ ብዙነ ፡
 በዕዕው ፡ አው ፡ በእነዳ ፡ ላሕም ፡ እንዘ ፡ አይረ
 ቅድ ፡ ተተሎቶ ፡ ወተተሎ ፡ ወዘንቱኒ ፡ ቃል ፡
 ይደመር ፡ ኅበ ፡ ቃል ፡ ተዳማዊ ፡ ዘተንግረ ፡
 በፍትሕ ፡ አግብርት ፡ ወእመሰ ፡ ዘበጠ ፡ በሐ
 ብል ፡ አው ፡ በበትህ ፡ ተሊል ፡ ወኮነ ፡ እምነ ፡
 ዝንቱ ፡ ምክንያተ ፡ ሞቱ ፡ አይፍትሑ ፡ ላዕ
 ሌዙ ፡ ፍትሕ ፡ ተታሊ ፡ ወእመሰ ፡ ዘበጠ ፡ ዝብ
 ጠተ ፡ ብዙነ ፡ እንዘለ ፡ ምሃክ ፡ ይደልዎ ፡
 ነኑኔ ፡ ተታሊ ።

፩ሺ፯፻፹፫ ክፍል ፡ ሳድስ ፡ ወእመሰ ፡ ወድቀት ፡ ዛቱ ፡
 ዝብጠት ፡ ኅሊፍ ፡ ኅበ ፡ ካልአ ፡ ወተተሎቶ ፡
 ወዘንቱ ፡ ፍትሕ ፡ ይኩን ፡ ከመ ፡ ፍትሕ ፡ ራብ
 ዓዊ ፡ አሰመ ፡ ዝንቱ ፡ ይቀልል ፡ ወድንአስ ፡
 እምጃቱ ፡ ግብራት ፡ ወጂቱ ፡ ዝብጠታት ፡ ዘተ
 ጽሕፍ ፡ ቅድመ ።

፩ሺ፯፻፹፬ ክፍል ፡ ሳብዕ ፡ ለአመ ፡ ዘበጠ ፡ ዝብጠተ ፡
 ንዋይ ፡ ንኡስ ፡ ዘአይከውን ፡ ቦቱ ፡ ተትል ፡
 እንዘ ፡ ይትግቀብ ፡ ከመ ፡ ለወረዛ ፡ ጥዑይ ፡ ይዘ

ሳይወድድ ፡ በገድለው ።

፩ሺ፯፻፹፱ ጠስ ፡ ግዕዝ ፡ እንዲን ፡ በሰይፍ ፡ የሚመታው ፡
 በገድለውም ፡ በሰይፍ ፡ ይገደል ፡ የተመታው ፡
 ባይሞት ፡ ግን ፡ የተማቸን ፡ እጁን ፡ ይቀረጡት ።
 በሰይፍ ፡ ለመቀረጥ ፡ እጁን ፡ ሊዘረጋ ፡ ደፍ
 ሯልና ፡ በስዎች ፡ መካከል ፡ ደንገት ፡ ጠብ ፡
 በነግ ፡ እንድ ፡ ሰውም ፡ በውስጢ ፡ በሞት ፡
 የሞተበት ፡ መሣሪያ ፡ ይታይ ። ወፍራም ፡
 በትር ፡ በሆን ፡ ወይም ፡ ታላቅ ፡ ደንጋይ ፡
 በሆን ፡ ወይም ፡ ከአነርሱ ፡ የተነግ ፡ የሞት ፡
 ሁኔታ ፡ የሚሆንበት ፡ በሆን ፡ ይፍረዱበት ፡
 ሞቱ ፡ ከአርሱዋ ፡ በሚቀልል ፡ በሆን ፡ ግን ፡
 ዝረፈው ፡ ይሰደዷቸው ።

፩ሺ፯፻፹፩ አራተኛ ፡ ክፍል ፡ ይህች ፡ አመታት ፡ ሊገድ
 ለው ፡ ወደአልወደደው ፡ ወደሌላ ፡ ሰው ፡ ብት
 ሆን ፡ በገድለውም ፡ እርሱም ፡ በቤተ ፡ እግዚአ
 ብሔር ፡ ቢግፀን ፡ ይድናል ፡ ይህም ፡ ባይሆን ፡
 ዳኛ ፡ በመካከላቸው ፡ ራርዶ ፡ ከባለደሞቹ ፡
 ኃራ ፡ ያስታርቀው ፡ ይህም ፡ በሁለተኛው ፡
 ክፍል ፡ ተነግሯል ፡ እርሱ ፡ ስለመግደል ፡ አሳደ
 ረገውምና ፡ ነገር ፡ ግን ፡ መማታትን ፡ ወድዶ ፡
 በስሕተት ፡ ሞተበት ፡ ዕርቅም ፡ ባይኖር ፡
 ስደት ፡ ይገባዋል ።

፩ሺ፯፻፹፪ አምስተኛ ፡ ክፍል ፡ ሊገድለው ፡ ሳይወድ ፡
 ሞት ፡ በማይሆንበት ፡ መሣሪያ ፡ በአርጨሜ ፡
 ወይም ፡ በአለንጋ ፡ መላልሶ ፡ መምታትን ፡
 ቢመታውና ፡ በገድለው ፡ ይህ ፡ ቃል ፡ በባ
 ሮች ፡ ፍርድ ፡ በተነገረው ፡ በመጀመሪያው ፡
 ቃል ፡ ይጨመራል ፡ በገመድ ፡ ወይም ፡ በቀላል
 በትር ፡ ቢመታው ፡ ከዚህም ፡ የተነግ ፡ የሞቱ ፡
 ምክንያት ፡ በሆን ፡ የገዳይ ፡ ፍርድ ፡ አይፍረዱ
 በት ፡ ያለርገራኑ ፡ ብዙ ፡ አመታት ፡ ቢመ
 ታው ፡ ግን ፡ የገዳይ ፡ ቅጣት ፡ ይገባዋል ።

፩ሺ፯፻፹፫ ስድስተኛ ፡ ክፍል ፡ ይህች ፡ በትር ፡ አልፋ ፡
 ከሌላ ፡ ሳይ ፡ ብትወድቅና ፡ ብትገድለው ፡ ይህ
 ፍርድ ፡ እንደ ፡ አራተኛው ፡ ክፍል ፡ ፍርድ ፡
 ይዑን ፡ ይዘ ፡ እስቀድመው ፡ ከተጻፉት ፡ ከዑ
 ለቱ ፡ ሥራዎችና ፡ ከዑለቱ ፡ አመታቶች ፡ ይቀ
 ላልና ።

፩ሺ፯፻፹፬ ሺኛ ፡ ክፍል ፡ ሲነኛውን ፡ ጎልማሳ ፡ ወይ
 ሞት ፡ ወሰን ፡ በማይደርስ ፡ በእጅ ፡ ወይም ፡ በት
 ንሽ ፡ በትር ፡ ብዙ ፡ ገዢ ፡ እንደሚመቱት ፡ እየ

አንቀጽ ፡ ፵፮ ።

ሰለ ፡ ነፍሰ ፡ ንጻዮች ።

ብጥም ፡ በእድ ፡ አው ፡ በበትገር ፡ ንስቲት ፡
ብዙን ፡ ጊዜያት ፡ ዘኢይበጽሕ ፡ ንበ ፡ ዓቅመ ፡
ቀትል ፡ ወኮነ ፡ በዝንቱ ፡ ምክንያት ፡ ሞቱ ፡
አው ፡ ይመውት ፡ በካልእ ፡ ዘከማው ፡ እው ፡
ኅልፈ ፡ ዝብጠት ፡ ንበ ፡ ካልእ ፡ ወቀተለ ። ጠሰ ፡
ጳጳሳት ፡ ለእመ ፡ ዘበጠ ፡ ሄዱ ፡ በጊዜ ፡ ጽልእ ፡
በእደሀው ፡ ወቀተሉ ፡ ይዝብጥም ፡ ወይሰድድም ።

፩ሺ፷፻፹፭ ክፍል ፡ ሳምን ፡ ወዘሂ ፡ ይፈቅድ ፡ ተባውዖ ፡
ከመ ፡ ዘይገፍዖ ፡ ብእሲ ፡ ለብእሲ ፡ ንበ ፡ ማይ ፡
እው ፡ እመልሶልት ፡ ንበ ፡ መትሕት ፡ አው ፡
እንዘ ፡ ያፈርሆ ፡ በሰዶፍ ፡ ወይከውን ፡ በዝንቱ ፡
ምክንያት ፡ ሞቱ ፡ አው ፡ ይመውት ፡ በካልእ ፡
ዘከማው ፡ ወዘኒ ፡ ፍትሕ ፡ ይከውን ፡ ከመ ፡
ቀዳሚ ።

፩ሺ፷፻፹፮ ክፍል ፡ ታስዕ ፡ ወዘተሉ ፡ ብእሲ ፡ ዘኢይፈ
ቅድ ፡ ቀቲለ ፡ ብእሲ ፡ ወኢይፈቱ ፡ ዘበጠ ፡
እላ ፡ እንዘ ፡ ይፈቱ ፡ ማብረ ፡ ካልእ ፡ ከመ ፡ ዘይ
ፈቅድ ፡ ዘበጠ ፡ እንስሳ ፡ እው ፡ ከመ ፡ ዘይነ
ድፍ ፡ በሐፅ ፡ ለቅትለተ ፡ አራዊት ፡ ለእመ ፡
ቀቲለ ፡ ሰብእ ፡ ወዝንቱሰ ፡ ንበ ፡ ፎቱ ፡ እከ
ፍል ፡ ይትከፈል ።

፩ሺ፷፻፹፯ ሄዱ ፡ እምኔሆሙ ፡ ለእመ ፡ ይትበወቅ ፡
ከዊነ ፡ ቀትል ፡ በመካነ ፡ ንሶወት ፡ ለእመ ፡
ወረወ ፡ ከመ ፡ ዘይዋሩ ፡ ያፈ ፡ አው ፡ አርዌ ፡
በማእከለ ፡ ሰብእ ፡ አው ፡ በማእከለ ፡ ዘገር ፡
ዘዮንድሩ ፡ ውሰቴታ ፡ ወውእቱ ፡ እንዘ ፡ ኢይ
ፈቅድ ፡ ቀቲለ ፡ ሰብእ ፡ ኢ ፡ በቀዳሚ ፡ ወኢ ፡
በደኃሪ ፡ ወተቀትለ ፡ ብእሲ ፡ በዝንቱ ፡ ምክን
ያት ፡ ይኩን ፡ ፍትሕ ፡ ከመ ፡ ፍትሕ ፡ ዘኢን
ብረ ፡ በፈቃዱ ፡ በእንቲ ፡ ተግውቆቱ ፡ በመ
ካነ ፡ ንፃው ። ስኒ ፡ የሐጽጽ ፡ እምከዊነ ፡ ቀቲል
በእንቲ ፡ ከመ ፡ ውእቱ ፡ ኢፈቀደ ፡ ቀቲለ ፡
ሰብእ ።

፩ሺ፷፻፹፰ ወከማው ፡ ዘአጥሪዮ ፡ አረፍቲ ፡ ጽንፋ ፡ አው ፡
ገብረ ፡ ዘእኩይ ፡ ግእዞ ፡ እው ፡ እንስሳ ፡ እለ ፡
ይተትሉ ፡ ወአብቅልተ ፡ እለ ፡ ይረገዡ ፡ አው ፡
አግማለ ፡ ሠራርያነ ፡ እው ፡ እባዕረ ፡ እለ ፡ ይወ
ግሱ ፡ ለእመ ፡ አቦቀበ ፡ ወኢንገረ ፡ ከመ ፡ ይት
ዓቀቡ ። አው ፡ ዘይከረ ፡ ዓዘቅተ ፡ ውስቲ ፡
ፍኖት ፡ ወኢይከድኖ ፡ አው ፡ ዘይገብር ፡ ተሥ
ላላተ ፡ ወኢየዐቅቦን ። ወናሁ ፡ ተንግረ ፡ በእ
ሪት ፡ በፍጽሜ ፡ ምዕራፍ ፡ ዘተደመረ ፡ ምስለ ፡
ኦብጥሊስ ፡ ወውእቱ ፡ ዘጳጳሳት ፡ ወውስቲ ፡

ተጠነቀቀ ፡ ሞት ፡ በማይሆንበት ፡ በቅንሽ ፡
መሣሪያ ፡ መምታትን ፡ ቢመታው ፡ የሞቱም ፡
ምክንያት ፡ በዚህ ፡ በሆን ፡ ወይም ፡ በእንደዚህ ፡
ባለ ፡ በሌላ ፡ ቢሞት ፡ ወይም ፡ በትሩ ፡ ወደ ፡ ሌላ
አልፎ ፡ ቢገድል ፡ ጠሰ ፡ ፵፱ ። እንዱ ፡ በጥል ፡
ጊዜ ፡ በቡጢ ፡ ቢመታውና ፡ ቢገድለው ፡ ንር
ፈው ፡ ይሰደዱት ።

፩ሺ፷፻፹፰ ሰምንተኛ ፡ ክፍል ። ጨዋታን ፡ የወደደ ፡
ሰው ፡ አንዱ ፡ አንዱን ፡ ወደውን ፡ ወይም ፡
ከላይ ፡ ወይታች ፡ ቢገፋው ፡ ወይም ፡ በሰይፍ ፡
ሲያስፈራራው ፡ በዚህ ፡ የሞቱ ፡ ምክንያት ፡
ቢሆን ፡ ወይም ፡ በእንደዚህ ፡ ባለ ፡ በሌላ ፡
ቢሞት ፡ ወይም ፡ ይህ ፡ ሥራ ፡ በሌላው ፡ ቢሆን ፡
ይህ ፡ ፍርድ ፡ እንደፈተኛው ፡ ይሆናል ።

፩ሺ፷፻፹፯ ዘጠኝኛ ፡ ክፍል ። ሰው ፡ መግደልንና ፡ መግ
ታትን ፡ የማይወድ ፡ ሰው ፡ ሁሉ ፡ ሌላ ፡ ሥራ ፡
ሲሻ ፡ ነው ፡ እንጂ ፡ እንስሳ ፡ ለመምታት ፡ እን
ደሚሻ ፡ ወይም ፡ አውራ ፡ ለመግደል ፡ ቀስት ፡
እንደሚወረውር ፡ ሰውን ፡ ቢገድል ፡ ይህ ፡
ከሁለት ፡ ክፍል ፡ ይከፈላል ።

፩ሺ፷፻፹፰ ከእነዚህም ፡ አንዱ ፡ አንዳደሉ ፡ በአደን ፡
ቦታ ፡ መሆኑ ፡ ቢታወቅ ፡ በሰዎች ፡ መካከል ፡
ወይም ፡ በሚኖርባት ፡ በመንደር ፡ መካከል ፡
ለዎፍ ፡ ወይም ፡ ለአውራ ፡ እንደሚወረውር ፡
ቢወረውር ፡ ይኸውም ፡ በራትም ፡ ሆነ ፡ በኋላ ፡
ሰውን ፡ ለመግደል ፡ ላይሻ ፡ በዚህ ፡ ምክንያት ፡
ሰው ፡ ቢሞት ፡ በአደን ፡ ቦታ ፡ መሆኑ ፡ ለሌታ
ወቀ ፡ ፍርዱ ፡ ወድዶ ፡ እንደ ፡ አላደረገ ፡ ሰው ፡
ፍርድ ፡ ይሁን ። ይህም ፡ ሰው ፡ መግደልን ፡
ሰለአልወደደ ፡ ከአንዳደሉ ፡ ዐጅታ ፡ ያንግል ።

፩ሺ፷፻፹፰ ሊናድ ፡ የተቃረበ ፡ ግንብን ፡ ወይም ፡
ጠባዩ ፡ ክፉ ፡ የሆነ ፡ ባሪያ ፡ ወይም ፡ የሚገደሉ ፡
ከብቶችን ፡ የሚረገጡ ፡ በቅሎችን ፡ ወይም ፡
ዘለው ፡ የሚረገጡ ፡ ግመሎችን ፡ ወይም ፡ የሚ
ዋጉ ፡ በሬዎችን ፡ ገንዘብ ፡ ያደረገ ፡ ሰው ፡ ባይ
ጠብቅ ፡ አንዲጠነቀቁ ፡ ባይናገርም ፡ ወይም ፡
በጉዳና ፡ ዳር ፡ ጉድጓድ ፡ ቆፍሮ ፡ ባይከድነው ፡
ወይም ፡ ለገነት ፡ የሠራ ፡ ሰው ፡ ባይጠነቀቅባ
ቸው ፡ እነሆ ፡ ከአብጥሊስ ፡ ጋራ ፡ በተጨማሪ
ረው ፡ በአረት ፡ በመጨረሻው ፡ ምዕራፍ ፡ ተፋ

አንቀጽ : ፵፯ ።

አንቀጽ : ዘይኤምር : ኅዘ : ዝንቱ ።

፩ሺ፳፻፹፱ ወዳግም : ለእመ : ኢተዐውቀ : ከዋን : ቀትል : ከመ : ዘይዘብተ : እንሰሳ : ወይዘብዐ : ለብእሲ : ዘኢርእየ : ኪያሁ : አው : ደርዘየ : ውስተ : ገዳም : አው : ዘይወድቅ : ቦቴ : አረ ፍተ : ዘኢሐሰዘ : ዘድቀተ : ዘእሁ : አው : ለእመ : አልቦቱ : ገብር : ወእእንሰሳ : እማሳን ያን : ወእዓዘቅት : በፍኖት : ወእተሥላሱ : ንሁት : ለዘዛጢሰ : ወለዘይደረቢ : ነጥንገሥ : ይኩን : ተሰዶ ። ለገብርሰ : ወለእንሰሳ : ይንሥ አመ : ዘዓለ : ደም : ወለበዓለ : ወፈርሰ : አው : ለበዓለ : ዓዘቅት : አው : ለዘዓለ : አረ ፍት : ኢይረከበሙ : ዕዳ : ምንትኒ ።

፩ሺ፳፻፺ ክፍል : ዓሥር : ዘይሞቅሐ : ለብእሲ : ወይከ ልእ : በኢሐ : ኅዘ : ፈቃዳተሁ : ወከልእ : ከመ : ኢይበጸሐ : ኅዘሁ : ከመ : ይሙት : ወሞተ : በረኃብ : አው : ዘያጎድሮ : ዘእእምሮቱ : ምሰለ : ዘይቀትል : ወቀተሎ : ዘከመ : እንሰሳ : ወከመ : ከይሲ : ወለዝንቱሰ : ፍትሐ : ከመ : ዘቀተለ : በእእምሮቱ ።

፩ሺ፳፻፺ኛ ክፍል : ፲ወ፩ዱ : ነሉ : ዘይከውን : ሰምዐ : ላዕለ : ብእሲ : በእንተ : ሞት : ወቀተልም : ወእ ምድጎረዝ : ሰበ : ተዐውቀ : ከመ : በሐሰት : ሰምዐ : ኮነ : ይትቀተል : ዝንቱ : ብእሲ : በከመ : ተነግረ : በእሪት : ወበቀኖናት ። ለዝኒ : ቀደመ : ዘክሮቱ : ውስተ : አንቀጽ : ሰምዕ : ወይደመር : ምሰሌሁ : ነሉ : ዘይከውን : ፈቃሐ : ወይፈትሐ : በሞት : ወይትቀተል : ብእሲ : ወይትዐወቅ : እምድጎረ : ዝንቱ : ከመ ፈትሐ : በዓመፋ : እንዘ : የአምር : ሐሰተ : ሰማ ዕት : ላዕለ : ቅተል : አው : ዘይመሰሎ : ለዝ ንቱ ።

፩ሺ፳፻፺፪ ክፍል : ፲ወ፪ቱ : ከመ : ኢይፍትሐ : በገ ቢረ : ቀትል : ላዕለ : ዘይወድቅ : ዲበ : ፩ዱ : ወይመውት : ከመ : ዘትድጎፅ : እግሩ : ወይወ ድቅ : ላዕለ : ፅንሰት : ወይቀትላ : አው : ለዘበ ንሞሙ : ያለክብ : ዲበ : ሕፃን : በኢያእምር : ወይቀትሎ : እንዘ : ይትመያየጥ : አው : ዘይት ዐቀፍ : በእብን : ወይወድቅ : ውእቱ : እብን : እመካን : ለዑል : ላዕለ : ፩ዱ : ብእሲ : ወይቀ ትሎ : ወለእሉሰ : ኢይረከበሙ : ዕዳ : ወነጥንገ፡ ሥጋዊ : ወለእመ : ያለው : ይዕርቅዎሙ : አው :

ሰለ : ነፍሰ : ገዳዮች ።

ግሯል ። ይኸውም : በጳጳኛውና : ወይዘሀ : በማያመለከተው : አንቀጽ : ውስጥ : ነው ።

፩ሺ፳፻፹፱ ሁለተኛው : የእገዳደሉ : እኳኋን : ባይታ ወቅ : እንሰሳን : እንደሚመታ : ያላየውን : ሰው : በማታ : ወይም : ወይ : ዳር : የወረወረ : ወይም : በመውደቁ : ያላሰበውን : ግድግዳ : የሚጥል : ወይም : ባረያና : የሚያጠፋ : እንሰሳ ምች : ባይኖሩት : ወይም : በጉዳና : ጉድጓድና : የፈረሰ : ሰገንት : ባይኖረው : ለተማችና : ለወ ርዋሪ : ቅጣታቸው : ስደት : ይሁን ። ባረያው ንና : እንሰሰቸን : ግን : በአለደሙ : ይውስዳ ቸው ። ባለሰገንትን : ወይም : ባለጉድጓዱን : ወይም : ባለ : ግንቡን : ዕዳ : ምንም : እያገኛ ቸውም ።

፩ሺ፳፻፺ ፲ኛ : ክፍል ። ሰውን : አሰሮ : ወደሚሻው : መድረሱን : የሚከለክለው : እንዲሞትም : ሌሎች : ወይእርሱ : እንዳይደርሱ : የከለከለ : በረኃብም : ቢሞት : ወይም : ዐውቆ : ከሚገ ድል : ገር : በያሳድረውና : በገደለው : ይኸውም : እንደ : እንሰሳና : እንደእባብ : ያለ : ነው ። የዚህም : ፍርድ : ዐውቆ : እንደገደለ : ሰው : ፍርድ : ነው ።

፩ሺ፳፻፺፩ ፲፩ኛ : ክፍል ። በሞት : ምክንያት : በሰው : ላይ : ምስክር : የሚሆን : ሁሉ : በገደሉት : ከዚህ : በኋላ : በሐሰት : እንደመሰከረበት : ቢታወቅ : ይዘ : ሰው : ይገደል ። በእሪትና : በመጸሐፍት : እንደተነገረ ። ይዘም : አስቀ ድሞ : በአንቀጽ : ሰማዕት : ተነግሯል ። (ፍ : ነ : ፩ሺ፳፻፺፩ - ፩ሺ፳፻፺፪) ። ዳኛ : በሞት : ፈርዶ : ሰው : በገደል : ከዚህ : በኋላ : በግች : ላይ : ወይም : ይህን : በመሰለው : ላይ : የምስክሮችን ሐሰት : ገያወቀ : በዓመለ : እንደፈረደ : ቢታ ወቅ : የሚሆነው : ሁሉ : ይጨመራል ።

፩ሺ፳፻፺፪ ፲፪ኛ : ክፍል ። እንደ : በእንደ : ላይ : በወ ድቅበትና : በሞት : ይሙት : በቃ : እንዳይፈ ሮዱ : ያናገራል ። ይኸውም : እግሩ : እድጠት : በጸንሰች : ሴት : ላይ : ወድቆ : እንደሚገደላት : ወይም : በእንቅልፍ : ሲገለባበጥ : ባለማወቅ : በሕፃኑ : ላይ : ተኝቶ : እንደሚገደለው : ወይም : በደንገድ : ተሰናክሎ : ያ : ደንጋይ : ከከፍተ : በታ : በእንደ : ሰው : ላይ : ወድቆ : እንደሚገደለው : ያለ : ነው ። እሲዘንሰ : ዕዳና : ሥጋዊ : ቅጣት : እያገኛቸውም ። ቢመ

እንቀጽ ፡ ፵፮ ።

ሰለ ፡ ነፍስ ፡ ገጽዮች ።

ይስድድዎሙ ።

፩ሺ፷፻፺፫ ወበዝንቱ ፡ እንቀጽ ፡ ህሎ ፡ ቦቱ ፡ ካልእ ፡ ተጋእዞ ፡ ዘኢዘከርነ ፡ ወይወፅእ ፡ ፍትሐ ፡ ዚእሁ ፡ እምዘ ፡ ዘክርነ ፡ ሶበ ፡ ተደመረ ፡ ተመክንዮ ፡ ዘቀዳሚ ፡ ምስለ ፡ ካልእ ፡ ተመክንዮ ፡ ሶበ ፡ ይትጋፋሶ ፡ ብእሲ ፡ ምስለ ፡ ብእሲ ፡ በመካነ ፡ ልዑል ፡ ወይወድቆ ፡ ወይቀትሎ ፡ ካልእ ፡ በሰ ይፍ ፡ እው ፡ ዘይመስሎ ፡ ሰዝንቱ ፡ በዘይመ ውት ፡ እው ፡ ዘይወድቆ ፡ እንዘ ፡ ሕይወ ፡ ወይ ወግእ ፡ ላሕም ፡ ወይመውት ፡ ሶቤሃ ፡ ወዓዲ ፡ ከመ ፡ ዘይወግሮ ፡ ውስተ ፡ ባሕር ፡ ሰዘየለምር ፡ ጸቢተ ፡ ወይውገጦ ፡ እንበሪ ፡ ወከመ ፡ ዘያቂ ስሎ ፡ ብእሲ ፡ ሰብእሲ ፡ ወይደዋ ፡ ወያቂስሎ ፡ ካልእ ፡ ዳግመ ፡ ወይመውት ፡ በደዌሁ ፡ ዳግ ማዋ ፡ ለእሉ ፡ ምግባራት ፡ ወዘይመስሎሙ ፡ ይሕትቱ ፡ መፍቅደ ፡ ዚእሁ ፡ ለገባሪ ።

፩ሺ፷፻፺፬ ወለእመ ፡ ጎብሩ ፡ ብዙኃን ፡ በብእ ፡ ለቀ ቲሰ ፡ ፩ዱ ፡ ወተሳተፉ ፡ በእንተ ፡ ቀተሎቱ ፡ በገባር ፡ በተኃብሮት ፡ ይትቀተሉ ፡ ቦቱ ።

፩ሺ፷፻፺፭ ወሰእመ ፡ ቀተለ ፡ ፩ዱ ፡ ብእሲ ፡ ብዙኃን ፡ ሰብእ ፡ ወኢተቀትለ ፡ ዘእንበሲሁ ፡ ወፍትሕ ፡ ሳዕለ ፡ ግብር ፡ እንተ ፡ ወድቀ ፡ ውስቱታ ፡ ቀትል ፡ እኮ ፡ ሳዕለ ፡ ዘይትሑደስ ፡ እምድግ ሬሃ ፡ ከመ ፡ ዘይቀትል ፡ ወውእቱ ፡ እንዘ ፡ ንእስ አው ፡ ሰቡድ ፡ ወእይትጎሠው ፡ እምኒሁ ፡ ፍትሐ ፡ ተግማጽ ፡ ጊዜ ፡ ልዐቀቱ ፡ እው ፡ ድጎረ ፡ ተእትቶተ ፡ ዕበዱ ።

፩ሺ፷፻፺፮ ወእይቱን ፡ ዕርቁ ፡ ዘቢዛ ፡ ወእ ፡ በተሰዶ ፡ ዘየንተ ፡ ንስሓ ፡ ዳእሙ ፡ ይትነደግ ፡ በን ስሓ ፡ እስመ ፡ ንስሓ ፡ ተግማጽ ፡ ነፍሳዊ ፡ ቢዛሰ ወተሰዶ ፡ ተግማጽ ፡ ሥጋዊ ፡ ወቀትል ፡ ዘይከ ውን ፡ እምብእሲ ፡ ዘእእምሮ ፡ እኮ ፡ ውእቱ ፡ ነፍስ ፡ ባሕቲቱ ፡ ወኢ ፡ ሥጋ ፡ ባሕቲቱ ።

፩ሺ፷፻፺፯ ወእእምር ፡ ከመ ፡ ሥምረተ ፡ ዝንቱ ፡ እን ቀጽ ፡ ሳዕለ ፡ ኸሉ ፡ ዘፈቀደ ፡ ቀትለ ፡ ብእሲ ፡ ወቀተሎ ፡ ፍትሑኬ ፡ ከመ ፡ ይትቀተል ፡ እው ፡ በከመ ፡ ሠምሩ ፡ ሰብእ ፡ ቅቱል ፡ እመኒ ፡ ፈድዮ ሰዳ ፡ እው ፡ ከመ ፡ ይሥረዩ ፡ ሎቱ ፡ በኸሉ ፡ ወለእመ ፡ እቀተለ ፡ በፈቃዱ ፡ ይሰደድ ።

፩ሺ፷፻፺፰ መክ ፡ ሳዓዛቱ ፡ ቸወኒቱ ፡ ወዘቀተለ ፡

ችም ፡ ያስታርቋቸው ፡ ወይም ፡ ይስደዱዋቸው ።

፩ሺ፷፻፺፫ በዚህ ፡ እንቀጽ ፡ ያልተናገርነው ፡ ሌላ ፡ ክር ክር ፡ እለ ። የቀደመው ፡ ምክንያት ፡ ክሌላው ፡ ምክንያት ፡ ጋር ፡ እንድ ፡ ቢሆንም ፡ ከተናገር ነው ፡ ፍርዱ ፡ ይወጣል ። ከፍ ፡ ባለ ፡ ቦታ ፡ ላይ ፡ ሰው ፡ ከሰው ፡ ጋራ ፡ ቢጋፋ ፡ ቢጥሰውም ፡ ሌላም ፡ ሰው ፡ (ከታች ፡ ያስ) ፡ በሰይፍ ፡ ቢገድ ለው ፡ ወይም ፡ በሚሞት ፡ ሁናቱ ፡ ይህን ፡ የመ ሰለ ፡ ቢሆን ፡ ወይም ፡ ደገና ፡ ሳለ ፡ የወደቀ ፡ በሬም ፡ ቢወጋውና ፡ ያን ፡ ጊዜ ፡ ቢሞት ፡ ዳግ መኛም ፡ ዋና ፡ የሚያውቀውን ፡ ሰው ፡ ከባሕር ፡ ቢጥለውና ፡ ዐንበሪ ፡ ቢውጠው ፡ እንዲም ፡ እን ዱን ፡ ቢያቆስሰውና ፡ ቢታመም ፡ ዳግመኛም ፡ ሌላ ፡ ሰው ፡ ቢያቆስሰውና ፡ በሁለተኛው ፡ ቁስል ፡ ቢሞት ፡ እኒህን ፡ ሥራዎችንና ፡ የመ ሰሉትን ፡ የሠራውን ፡ ሰው ፡ ፈቃድ ፡ ይመር ምሩ ።

፩ሺ፷፻፺፬ ብዙ ፡ ሰዎች ፡ እንድ ፡ ሰው ፡ ስመግደል ፡ ቢተባበሩ ፡ እርሱንም ፡ ስለመግደል ፡ በሥራ ፡ በመተባበር ፡ እንድ ፡ ቢሆኑ ፡ በእርሱ ፡ ያገ ደሉ ።

፩ሺ፷፻፺፭ እንድ ፡ ሰው ፡ ብዙ ፡ ሰዎችን ፡ ቢገድል ፡ ያስእርሱ ፡ ሌላ ፡ እይሙት ። እገዳደል ፡ በዋን ባት ፡ ሥራ ፡ ፍርድ ፡ እለ ፡ ከእርሱዋም ፡ በኋላ ፡ እንደገዳይ ፡ የሚታደስ ፡ እይደለም ። ይኸውም ፡ ሕፃን ፡ ወይም ፡ ዕብድ ፡ ሳለ ፡ ነው ። ባይገ ፡ ጊዜና ፡ ዕብድቱ ፡ ከተወደደ ፡ በኋላ ፡ የቅጣት ፡ ፍርድ ፡ ከእርሱ ፡ እይራላለቱ ።

፩ሺ፷፻፺፮ ዕርቁም ፡ በንስሓ ፡ ፈንታ ፡ በካሳና ፡ በሰደት ፡ እይሁን ። በንስሓ ፡ ይቅር ፡ እንጂ ። ንስሓ ፡ መንፈሳዊ ፡ ቅጣት ፡ ነውና ። ካሳና ፡ ሰደት ፡ ግን ፡ ሥጋዊ ፡ ቅጣት ፡ ነው ። በሰውቀት ፡ ከሰው ፡ የሚሆን ፡ እገዳደል ፡ ነፍስ ፡ ብቻ ፡ ወይም ፡ ሥጋ ፡ ብቻ ፡ እይደለም ።

፩ሺ፷፻፺፯ የዚህ ፡ እንቀጽ ፡ አስተያየቱ ፡ ሰውን ፡ መግ ደልን ፡ ወይ ፡ በገደለ ፡ ሰው ፡ ዑሉ ፡ ላይ ፡ እንዲ ሆን ፡ እውቅ ። ፍርዱም ፡ እንዲገደል ፡ ወይም ፡ የሚች ፡ ሰዎች ፡ የደም ፡ ዋጋ ፡ ለማስከፈልም ፡ ቢሆን ፡ ወይም ፡ ፈጽመው ፡ ይቅር ፡ ያሉት ፡ ዘንድም ፡ ቢሆን ፡ እንደ ፡ ወይዱ ፡ ነው ። በፈ ቃዱ ፡ ባይገደል ፡ ግን ፡ ያሰደድ ።

፩ሺ፷፻፺፰ መክ ፡ ሳዓዛ ፡ ቸግ ፡ ሳያውቅ ፡ መግደልን ፡

አንተ፡ ግጹ፡

ሰላ፡ ነፍሰ፡ ገዳዮች፡

ቀተሰ፡ እንበሰ፡ እእምርቱ፡ ይሰደድ፡

የገደሰ፡ ይሰደድ፡

፩ሺ፷፻፺፱ ትዳ፡ ወሰእመ፡ ኮነ፡ ዘዘበጠ፡ ኪያሁ፡ ግብተ፡ ዘእንበለ፡ ተግርፍት፡ እው፡ ወገር፡ በእብን፡ ዘእንበሰ፡ እከይ፡ እው፡ በካልኡ፡ ለውእቱ፡ እምዘይቀትል፡ እንበለ፡ ያእምር፡ ከመ፡ ይመውት፡ ወምተ፡ ወእቱ፡ ወኢኮነ፡ ፀሩ፡ እንዘ፡ ኢደፈቅድ፡ እእከዮቶ፡ ያፍትሒ፡ ግእከሌሁ፡ ወማእከሰ፡ ኅሣሣ፡ ደም፡ ወይርእዩ፡ ዘንተ፡ ወያድኅንም፡ እምእደ፡ ኅሣሄ፡ ደም፡ ወይትፈነው፡ ውስተ፡ ሀገር፡ ወይንበር፡

፩ሺ፷፻፺፱ ትዳ፡ ያሰ፡ ጠብ፡ በድንገት፡ የመታው፡ ቢሆን፡ ወይም፡ ያስተንኩል፡ በደንጋይ፡ ወይም፡ ከሚገድል፡ ወገን፡ ከዚህ፡ በሌላ፡ እንደሚሞት፡ ሳያውቅ፡ ቢመታውና፡ ያ፡ ሰው፡ ቢሞት፡ ከፉ፡ ሊያደርግበት፡ ሳይወድ፡ ጠላቱ፡ ካልሆነ፡ በእርሱና፡ በደም፡ ፈላጊ፡ መካከል፡ ይፍረዱ፡ ይህንም፡ መርምረው፡ ከደም፡ ፈላጊው፡ እጅ፡ ያድኑት፡ ወደሌላም፡ ዘገር፡ ተሰድዶ፡ ይኑር፡ (ዘጉ፡ ፴፭፡ ፳፪ - ፳፮)፡

፩ሺ፷፻፺፱ ትቤ፡ ወሰእመ፡ ኢፈቀደ፡ ቀተሎቶ፡ ወባሕቱ፡ እግዚእብሔር፡ ረሰየ፡ ቦቱ፡ ቀትሰ፡ ላዕለ፡ እደሁ፡ ይትመገፀን፡ ኅበ፡ መካን፡ ዘእግዚእብሔር፡ እመስ፡ ረከፀ፡ በዓሰ፡ ደም፡ በእፍእ፡ ወቀተሎ፡ እልቦቱ፡ ዕዳ፡

፩ሺ፷፻፺፱ ትቤ፡ ሊገድለው፡ ባይወድ፡ ነገር፡ ግን፡ እግዚእብሔር፡ ሞቱን፡ በእጁ፡ ቢያደርግበት፡ በቤተ፡ እግዚእብሔር፡ ይግፀን፡ ነገር፡ ግን፡ ባሰደሙ፡ በእፍእ፡ እግኝቶ፡ ቢገድለው፡ ዕዳ፡ የሰበትም፡ (ዘፀ፡ ፳፩፡ ፲፪ - ፲፭)፡

፩ሺ፷፻፺፱ መክ፡ ፀወፀቱ፡ መዘየሰደድ፡ ዘተማኅዕን፡ በቤተ፡ ክርስቲያን፡ ቅድስት፡ በመባሕተ፡ ርእሱ፡ ወያወፀእ፡ እምኔሃ፡ ያዘብጥም፡ ወይላጽዩ፡ ሥሰርቶ፡ ወደሰድድም፡ ወይንበር፡ ለዓሰም፡ በሰደት፡ ወእመስ፡ እከዘለ፡ ከመ፡ ይኑየይ፡ መክ፡ ፻፴፩፡ ያፍትሒ፡ ፈታሕት፡ ግእከሰ፡ ቀታሊ፡ ወማእከሰ፡ ሰብእ፡ ደም፡ በሰርቅ፡ ወያድኅንም፡ እምኔሆሙ፡ እመኒ፡ ፈቀዱ፡ ወእበዩ፡ እሰመ፡ ወእቱ፡ ኢፈቀደ፡ ቀተሎቶ፡

፩ሺ፷፻፺፱ መክ፡ ፴፱፡ በቅድስት፡ ቤተ፡ ክርስቲያን፡ የተማፀነውን፡ በራሱ፡ ሥልጣን፡ ቀምቶ፡ ከእርሱዋ፡ ቢያወጣው፡ ይግረፉት፡ ፀገሩን፡ ላጭተዉም፡ ይሰደዱት፡ ለዘሰዓለምም፡ በሰደት፡ ይኑር፡ ሊሸሸ፡ ባይችል፡ ግን፡ መክ፡ ፻፩፡ ዳኞች፡ በገዳይና፡ በባለደሞች፡ መካከል፡ በፅርቅ፡ ፈርደው፡ ከእነርሱ፡ ያድኑት፡ ቢወዱም፡ እንበ፡ ቢሉም፡ እርሱ፡ ሊገድለው፡ አልወደደምና፡

፩ሺ፷፻፺፱ ወለእመ፡ ወእቱ፡ ተዓበየ፡ ወእስተርእየ፡ ላዕለ፡ ሰብእ፡ ትቱል፡ ወተመክሒ፡ ላዕሊዮሙ፡ ሰበ፡ ቀተልም፡ አልቦ፡ ዕዳ፡ ላዕሊዮሙ፡ ወእነፍኔ፡ ለተታልያኒዉ፡ እሰመ፡ ኮነ፡ ዘይደሉ፡ ላዕሊዉ፡ ከመ፡ እያሰተርእኦ፡ እሰከ፡ ይትፈጸም፡ መዋዕለ፡ ኅዘኖሙ፡

፩ሺ፷፻፺፱ እርሱ፡ በሚች፡ ወገኖች፡ ላይ፡ ኮርቶ፡ ቢታይ፡ ቢመካባቸውና፡ ቢገድሉትም፡ ዕዳ፡ የሰባቸውም፡ ስገዳዮችም፡ ቅጣት፡ የሰባቸውም፡ ለእርሱ፡ የሚገባው፡ መዋዕለ፡ ኅዘኖቸው፡ እስኪፈጸም፡ ድረስ፡ እንዳይታይ፡ መሆን፡ ነበረና፡

፩ሺ፷፻፺፱ ከፍል፡ ዘደፈትሕ፡ በእንተ፡ ቀትል፡ ዘውፀእ፡ እምዘተነግረ፡ ቅድመ፡ መዘያነብር፡ ፄተ፡ እናቅጸ፡ ፍሉጣነ፡ ወሶበ፡ ተበእሱ፡ ፄቱ፡ እደው፡ መዘበጠ፡ ብእሱተ፡ ለንስተ፡ ወእውዕኦ፡ እንለ፡ እምከርግ፡ ወእመ፡ መንፈስ፡ እይትወጣክ፡ ላዕሰ፡ ዓሰዓሰ፡ ዓዲዉ፡ ያፍዲ፡ ዘገናን፡ ለብእሱት፡ እምጣነ፡ አዖር፡ ምታ፡ በፍትሕ፡ ፈታሕ፡ እመስ፡ መንፈስ፡ ዘሰው፡

፩ሺ፷፻፺፱ ከፍል፡ አስቀድሞ፡ ዘተነገረው፡ የተለየ፡ ስለእገዳደል፡ የሚፈርድ፡ ልዩ፡ የሆኑ፡ ሁለት፡ እንቀጾችንም፡ የሚያኖር፡ ነው፡ ሁለት፡ ወንዶች፡ ተጣልተው፡ ያረገዘች፡ ሌትን፡ ቢመተና፡ ዕንሱን፡ ከሆዷ፡ ቢያስወጡ፡ በጭንገቶም፡ ላይ፡ ገና፡ ነፍሰ፡ ባደንቀሳቀሰ፡ ሴቲቱን፡ ገፍቶ፡ የጣላት፡ ሰው፡ ባሏ፡ በዳኛ፡ ፍርድ፡ ያስፈረደበትን፡ ያዘለ፡ ይከፈል፡ በጭንገቶ፡ ላይ፡ ነፍሰ፡ ቢኖር፡ ግን፡ የነፍሰ፡

አንቀጽ : ፵፮ =

ሳለ : ነፍስ : ገዳዮች =

ሳለለ : ዓዕዓዕ : ነፍስ : ዜዛ : ነፍስ : መክ : የወ
ጅዱ : እንበለ : ዘተጸገዉ : ወተሣረዩ =

ዋጋ : ነፍስ : ነው = መክ : የ፩ = ገንዘብ : የተ
ቀበሉና : ይቅር : የተባባሉ : ቢሆኑ : ነው :
እንጂ =

፩ሺ፯፻፱ መክ : ማወቅቱ : ወአግብርትኒ : እለ : ያረ
ቅዱ : አጥፍአተ : ሕይወተ : እጋእዝተ።፻፵፱ :
ይትወደዩ : ውስተ : እሳት = ወይትኩነኑ :
ካዕበ : አግብርት : እለ : ስምፁ : ጽራኅ : እግ
ዘአሙ : ወውእቱ : እንዘ : ይትቀተል : እው :
አእመሩ : እው : ጠየቁ : በዘኮነ : ላዕሌሁ :
ወእረድእዎ : እመኒ : ኮነ : ዝንቱ : ውስተ :
ዓዕድ : እው : ውስተ : ሐቅል : እው : ውስተ :
ፍኖት =

፩ሺ፯፻፱ መክ : ማወቅ = የጌታቸውን : ሕይወት : ሲያጠፉ :
የሚወዱ : ባሮችም : ወደ : እሳት : ይጣሉ =
ዳግመኛም : የጌታቸውን : ጨኸት : የሰሙ :
ባሮች : ይኸውም : ሲገደል : በእርሱ : ላይ :
የሆነውን : እውቀው : ወይም : ተረድተው :
ባይረዱት : ይቀጡ = ይህ : በሰሪር : ወይም :
በበረሃ : ወይም : በመንገድ : ቢሆን =

፩ሺ፰፻፲ ወእመ : አስተዋደዩ : ገብር : በሕይወተ : እግ
ዘእ : ይትቀተል : ለእመ : እኮነ : አስተዋድ
ዮቱ : ዘይሜኒ : ለሕይወተ : ንጉሥ = ወከማሁ :
አግዓዝያንኒ : ሶበ : አምጽኤ : አበሳ : ላዕለ :
ሕይወተ : እጋእዝተ።፻፶፱ : ወዘይሠምር : ለእ
እከዮ : ሕይወተ : ንጉሥ : ይትቀተል : ወይት
ዘዩድ : ንዋዮ =

፩ሺ፰፻፲ ነገር : ሥራዉ : ለንጉሥ : ሕይወት : የሚበጅ :
ካልሆነ : በቀር : ባሪያ : በጌታው : ሕይወት :
ነገር : ቢሠራ : በሞት : ይገደል = እንደዚሁም :
ጨዋዎች : በጌቶቻቸው : ሕይወት : ላይ :
ጉዳት : ቢያመጡ : የንጉሥን : ሕይወት : ለማ
ጥፋትም : የሚወድ : ይገደል = ገንዘቡንም :
ይቀማ : (ይወረስ) =

፩ሺ፰፻፲ ወዓዲ : ይትቀተል : ዘየዐቅብ : ቀታልያነ :
ምእመናን : ወዘይረወፅ : ለእርድአተ : ጸላእ
ቶሙ : ወይነግሮ : ግብራተ።፻፶፱ : ወምሥጢ
ራተ።፻፶፱ : ወዘይትጌበር : ሎሙ : ግብራተ :
ጸብእ : ዘከመ : አሕማር : ወዘይሠደጥ : ሎሙ :
ንዋዩ : ሐቅል : ወዘይመስሎ : ያብእዎሙ :
በመካን : ዘእበሱ : ቦቱ : ከመ : ይትገሠጹ :
ባዕዳን : በእሉ : እለ : ያረቅዱ : ከዋነ : ኅበ :
ዝንቱ : ግብር : ወይኩን : ትፍሥሕት : ለሰብእ :
ቅቱላን =

፩ሺ፰፻፲ ዳግመኛም : የምእመናንን : ገዳዮች : የሚጠ
ባበቅ : ጠላቶቻቸውንም : ለመርዳት : የሚፋ
ጠን : ይገደል = ሥራቸውንና : ምሥጢራቸው
ንም : የሚናገር : የጦር : መሣሪያ : የሚሠራላ
ቸው : ይኸውም : እንደመርከብ : ያለ : ነው =
የጦር : መሣሪያ : የመስለውንም : የሚሸጥላቸ
ውም : በሠሩት : ሥራ : ይቅጡእቸው = በዚ
ህም : ሥራ : መናርን : የሚፈቅዱ : ሌሎች :
ሰዎች : በእለህ : ይቀጡ : ዘንድ : ደስታም :
ሰሚች : ወገኖች : ይሆን : ዘንድ =

፩ሺ፰፻፲ ክፍል : በእንተ : ፍጻሜ : አንቀጽ : ዘተግ
ሣጽ : ሥጋዊ = ትሔ : ይከውኖ : ለእበ : ያም :
ከመ : ይቅትሎ : ቀታሊ : ወእይቅትሎ : በመ
ባሕተ : ርእሱ : ዘእንበለ : ያቅም : ቅድመ :
ረታሐ =

፩ሺ፰፻፲ ክፍል = ስለ : ሥጋዊ : ቅጣት : አንቀጽ :
መጨረሻ : ይናገራል = ትሄ = ባለደም : ገዳዩን :
ሊገድል : ይገባዋል = ነገር : ግን : ከዳኛ : ፊት :
ሳያደርስ : እይግደለው = (ዘዳ : ፲፱ : ፲፪ - ፲፫) =

፩ሺ፰፻፲ መዘቀተለ : ነፍስ : ይትቀተል : በስምዐ : ትቱ :
ሰማሶታት : ወእይደሉ : ቀቲሎተ : ነፍስ :
በጅዱ : ሰማዕት : ወእትንግእ : ሕልያነ : በዝ
ንቱ =

፩ሺ፰፻፲ ነፍስ : የገደለ : ሰው : በቺ : ምስክር : ይገደል =
በእንድ : ምስክር : ነፍስ : መግደል : እይገባም =
በዚህም : መግለጃ : እትቀበል = (ዘዳ : ፲፯ :
፮ - ፰) =

፩ሺ፰፻፲ መክ : ዘየወጅቱ : እይደልዎ : ለእበ : ያም :
ከመ : ይቅትሎ : ለጸላእሁ : በእደሁ : አላ :
ያብጽሐ : ኅበ : መኩንን : ከመ : ይቅትሎ =
ዘየወቅቱ : ወእይደሉ : ዝንቱ : ለጅዱሂ : እላ :
ያብጽሐ : ኅበ : መኩንን : ከመ : ይኩንኖ :

፩ሺ፰፻፲ መክ : የ፩ = ለበዓለደም : ጠላቱን : በእጁ :
ሊገድል : እይገባውም = ይገድለው : ዘንድ :
ከዳኛ : ያደርሰው : እንጂ = የ፲ = ይህ : ለእንድ :
ሰው : እንኳን : እይገባም = እንደ : ኃጢአቱ :
ይፈርድበት : ዘንድ : ከዳኛ : ያደርሰው : እንጂ =

በከመ : እበሳሁ ።

፩ሺ፯፻፲ ትሔ : ሩቱ : መክ : የወጃዳ : ወእደደሉ : ለእበ : ደም : ከመ : የሀብ : በዛ : ቅቱል : ወይ ሰነአው : ቦቱ : ወለበዓለ : ዕዳሁሰ : ደደልም : ከመ : ደንግእ : በዛ : ወፍትሐ : ኩነኔሂ ።

በሐሰት : ከመ : ደትገእዞ : ከሠተ : ወመጠም : ለሰይፍ : ወአሳት : ወከማሁ : ደግበሩ : ቦቱ : በከመ : ገብረ : ላዕለ : በጸ : እስመ : ውእቱ : ፈቀደ : ቀተሎቶ ። እስመ : ውእቱ : ጽሑፍ : ውሰተ : እረት : ዘደብል : ኩሉ : ዘከበው : ደመ : ሰብእ : ሀዩንተ : ደመ : ገክቱ : ደትከበው : ደመ ። ጠሰ : ሰጠሁ : ወለመስተዋድዶሂ : ደደልም : ገንቱ : ኩነኔ : በጊዜሁ : በከመ : አስተዋደዮ : ለገከ ።

፩ሺ፯፻፲፩ ትሔ : ሩቱ : መጅ : የወደቱ : ወእምከመ : ረከብከመ : ቅቱል : ዘግዳፍ : ውሰተ : በድው : አው : ውሰተ : ገራሀት : ወእተዐውቀ : ቀታ ሊሁ : አሜሃ : ደሃእ : መኳንንቱክመ : ወእእ ፍገክመ : ወይሰፍሩ : ማእከለ : መካነ : ቅቱል : ወሀገር : ወእደኒ : ሀገር : ዘኩነት : ቅር ብተ : ግበ : ቅቱል : አሜሃ : ደምሐሉ : እእ ፍገ : ደእቲ : ሀገር : ወይበሉ : ኢከዐዋ : እደ ዊነ : ዘንተ : ደመ : ወኢርኢነ : ዘቀተሎ : ወእ ንትመሃ : ሕትቱ : በእንተ : ደም : ወፍትሐ : በጽድቅ ።

ጠብ : ሰጠሁ : ካህን : እመ : ተቃተለ : ምስለ : ሸዳሂ : ወይዘብሎ : እስከ : ደመውት : ደትመ ተር : በእንተ : ጽንዐ : ልቡ : ወለእመ : ኮነ : ሕዝባዊ : ደሰደድ ።

፩ሺ፯፻፲፬ ዕንቆራ : ጽወጃዳ : ወዘይቀትል : በፈቃዱ : ደደልም : ንሰሐ : እስከ : ፍጻሜ : ሕይወቱ : ወእመ : ፍጻሜ : ሕይወቱ : ደትዐወቅ : ፍጻሜ : ተሳትፎተ : ምእመናን : በቀርባን ።

፩ሺ፯፻፲፮ ዘጸወደቱ : ወዘበ : ቀተለ : በእንበለ : ፈቃዱ : ትእዛዝ : ቀዳማዊ : ከመ : ደትመጠው : ንሰሐ : እስከ : ፍጻሜ : ሩቱ : ዓመት : በመዓርግ ትሐት : ወዳግምኒ : ደኩን : እስከ : ፍጻሜ : ቸቱ : ዓመት ።

፩ሺ፯፻፲፯ በለ : ዘበ : ቀተለ : ብእሲተ : እዘዙ : ማኅበር : ከመ : ደሰደድ : አምገባኤ : ጽ : ዓመተ : ወይ

፩ሺ፯፻፲ ትሂ : ሩ = መክ : የጃ = ገዳይ : የሚችን : ዋጋ : ሊሰጥና : በዚህ : ሊሰማማ : እይገባም ። በዓለ : ደመ : ግን : ዋጋና : የቅጣት : ፍርድ : ሊቀ በል : ይገባዋል ። (ዘዳ : ፲፱ : ፲፩ - ፲፫) ።

፩ሺ፯፻፲፩ ድሰቅ : ፲ = ባልንጀራውን : በአደባባይ : ደከ ራከረው : ዘንድ : በሐሰት : ቢከሰው : በሰይፍ ፍ : በአሳትም : ቢያስቀጣው : እርሱ : በባልን ጀራው : ላይ : እንዳደረገው : በእርሱም : እንደ ዚሁ : ያድርጉበት ። እርሱ : ሊገድለው : ወድይ ልና ። በእረት : የሰው : ደም : ያፈሰሰ : በለእፈ ሰሰው : ደም : ፈንታ : ደመ : ይፍሰሰ : የሚል ተጽፏልና ። -ዘጉ : ማጃ : ማፍ) ። ጠሰ : ማፍ ። ለነገር : ሠሪም : በዚያ : ነገር : እንደሠራ : በጊዜው : ይህ : ቅጣት : ይገባዋል ።

፩ሺ፯፻፲፩ ትሂ : ሩ = መጅ : የ፲ = በምድረ : በዳ : ወይም በእርሻ : ላይ : የወደቀ : ሬሳ : ብታገኙ : ገዳ ዩም : ባይታወቅ : ያንጊዜ : ዳኞቻችሁና : ሽማ ግሎቻችሁ : ወጥተው : በሬሳው : ቦታና : በሀ ገር : መካከል : ይሰፈሩ ። ወደሬሳው : ቅርብ : የሆነች : ማንኛዬቱ : ሀገር : ብትሆን : የጊያች : ሀገር : ሽማግሎች : ያንጊዜ : ይህን : ደም : እጆ ቻችን : እላፈሰሱም : የገደለውንም : እላየንም ። ብለው : ይማሉ ። አናንተም : ስለደመ : መርምራችሁ : በእውነት : ፍረዱ ። (ዘዳ : ፳፩ : ፩ - ፱) ።

፩ሺ፯፻፲፫ ምዕራፍ ። ስለመንፈሳዊ : ቅጣት : ይናገራል ። ረሰጠብ : ማጃ ። ካህን : ከእንድ : ሰው : ጋር : ቢጠላና : እስኪሞት : ድረስ : ቢመታው : ስለ ልቡናው : ጭካኔ : ይሻር ። ሕዝባዊም : ቢሆን : ይለይ ።

፩ሺ፯፻፲፬ ዕንቆራ : ጽፎ ። በፈቃዱ : የገደለ : ሰው : እስከ : ሕይወቱ : መጨረሻ : ንሰሐ : ይገባዋል ። በሕይወቱም : መጨረሻ : ጊዜ : በቀርባን : ከምእመናን : ጋር : ፈጽሞ : እንድ : መገኘት : ይታወቃል ።

፩ሺ፯፻፲፮ ጽፎ ። ያለፈቃዱ : የገደለ : ሰው : መጀመሪያው : ትእዛዝ : እስከ : ፯ : ዓመት : መጨረሻ : ድረስ : በዝቅተኛ : መዓርግ : ሆኖ : ንሰሐ : ይቀበል : ዘንድ : ነው ። ሁለተኛውም : እስከ : ፫ : ዓመት : መጨረሻ : ይሁን ።

፩ሺ፯፻፲፯ በሰ ። ሴት : የገደለ : ሰው : ግን : ካያ : ዓመት : ከምእመናን : ይለይ : ዘንድ : ማኅበር :

አንቀጽ : ፵፮ ።

ቁም : አፍላ : አንቀጽ : እንዘ : ይበኪ : ወይሬሊ : አብያሊሁ : ምእመናን : እንዘ : ይበውሉ : ውግጫ ፫ተ : ዓመተ : ወፂተ : ዓመተ : እንዘ : ውእቲ : ይቀ ውም : ምስሉ : ምእመናን : ፲ወ፩ : ዓመተ : ምስሉ : ንኡሰ : ክርስቲያን ። ወሶበ : ርኢኮ : ከመ : ውእቲ : ነስሐ : ንስሐ : ዐቢዩ : በእንተ : ዘገ ብሮ : ኢታክብድ : ቡቲ : ኑህ : ዕድሚ : ወዘስ : ቀተሉ : ዘእንበሉ : ፈቃዱ : ይትከራል : ሎቲ : ማንፈቀ : ዝንቲ : ማዋሶል ።

፩ሺ፯፻፲፯ በስ : ጽወፂቱ : ወሶበ : አድገፀ : ፩ዱ : ብእሲ : ዕንሰ : አሐቲ : ብእሲት : በሥራዬ : ወንበረ : ምስሉ፡፡ ይደልም : ከመ : ይቁም : በአፍላ : በኩሉ : መዋሶሊሁ : ወበተፍጻሚተ : ሕይወቲ : አው : በምንዳቤሁ : ይኩን : ድልወ : ለነግሊ : ምሥጢራት : እስመ : ውእቲ : ንብረ : ፫ተ : ኃጣውእ : ዘየቀ : ክቡዳት : ዝሙተ : ወቀተሉ : ነፍስ : ወሥራዩ ።

፩ሺ፯፻፲፰ ዕንቆራ : ጽወፂቱ : ወእንበትኒ : ሶበ : ይዜ ምዋ : ወደቀትላ : ደቁቆን : ወየጎብእ : ተጎጉ ሎቶሙ : እዘዙ : ቅድመ : በእንቲሊዮን : ከመ : ይዳእ : እስከ : ዕለተ : ሞቶን : ዘእንበሉ : ተሳ ትፎ ። ወባሕቱ : በእንተ : ብዘነ : አፍቅ ሮቲ : ለእግዚአብሔር : ኪያን : ይኩን : ፲ተ : ዓመተ : በከመ : ትእዛዛት : እስ : ተሠርዓ ።

በሰ : ዝሙት : ቅጣት ።

አዘዙ ። ፫ : ዓመት : እያለቀስ : ምእመናን : ንደኞቹንም : ወደ : ውስጥ : ሲገቡ : እያየ : ፯ : ዓመት : ከምእመናን : ጋር : ፲፩ : ዓመት : ከንኡሰ : ክርስቲያን : ጋር : እየቆመ : ከበር : በውጭ : ይቆይ ። (ይቁም) : ስሉ : ሠራው : ኃጢ አት : ፍጹም : ንስሐ : እንደእደረገ : ባየኸው : ጊዜ : መዋሶሉ : ንስሐውን : አታስረዝምበት ። ያለፈቃዱ : የገደሰ : ግን : የዚህ : ዘመን : እኩ ሌታ : ይቀንስሉታል ።

፩ሺ፯፻፲፯ በስ : ጽ፯ ። እንድ : ሰው : የእንዲትን : ሴት : ዕንሰ : በመድኃኒት : አስወርዶ : ከእርሱዋ : ጋር : ቢኖር : በዘመኑ : ሁሉ : በአፍላ : (በውጭ) : ሊቆም : ይገባዋል ። በሕይወቱም : መጨረሻ : ጊዜ : ወይም : በችግሩ : ጊዜ : ሥጋውንና : ደሙን : ለመቀበል : ዝግጁ : ይሁን ። እጅግ : ከባዶች : የሆኑ : ፫ : ኃጢአቶችን : ሠርቷልና ። ዝሙትን : ነፍስ : መግደልን : ሥራይን ።

፩ሺ፯፻፲፰ ዕንቆራ : ጽ፫ ። ሴቶች : ቢስሱ : ልጆቻቸውንም : ቢገድሱ : ራሳቸውንም : ቢደብቁ : እስከ : ዕለተ : ሞታቸው : ድረስ : ያለመገናኘት : ስለ እነርሱ : አስቀድመው : አዝዘዋል ። ነገር : ግን እግዚአብሔር : እኛን : ስለመውደዱ : ፲ : ዓመት : ይሁን ። እንደተጻፉት : ትእዛዛች ።

አንቀጽ : ፵፱ ወፂቱ :

በእንተ : ነኑኒ : ዝሙት : ሥጋዊ : ወመንፈሳዊ ።

፩ሺ፯፻፲፱ ምዕራፍ : ቀዳማዊ : በእንተ : ነኑኒ : ሥጋዊ : ወውእቲ : ፲ቲ : ክፍላት : ዘተጋብእ : እምአብ ጥሊስ : ዘሰወዘቱ ። ቀዳማዊ : እሰ : ይደምሩ : ደመ : ምስሉ : ደም : እመንገለ : አውስቦ : ውሉድ : ምስሉ : ወላድያኒዮሙ : አው : አኃው ምስሉ : አኃቲዮሙ : እሱ : ነሱሙ : ይትኩ ነኑ : በስይፍ : ወስእመኒ : ዘመወ : ምስሉ : ካል አን : እዝማዲሁ : በአምሳሉ : አብ : ምስሉ : ብእ ሲተ : ወልዱ : አው : ውሉድ : ምስሉ : ብእ ሲተ : አቡዮሙ : አው : ብእሲ : ምስሉ : ወሉተ ብእሲቲ : አው : ምስሉ : ወሉተ : ምተ : ብእ ሲቲ : አው : እኑ : ምስሉ : ብእሲተ : እኑሁ :

አንቀጽ : ፶፩ ።

በሰ : ሥጋዊና : ስሉ : መንፈሳዊ : የዝሙት : ቅጣት : ይናገራል ።

፩ሺ፯፻፲፱ መጀመሪያው : ምዕራፍ : ስለ : ሥጋዊ : ቅጣት : ይናገራል ። ይኸውም : ከእብጥሊስ : ፵፱ : የተሰበሰበ : ፲ : ክፍል : ነው ። መጀመሪ ያው : ከመገባት : ወገን : ደምን : ከደም : ጋራ : የሚቀላቅሉ : አባቶች : ከልጆች : ጋራ : ወይም ልጆች : ከወላጆቻቸው : ጋራ : ወይም : ወንድ ሞች : ከእንቆቻቸው : ጋራ : ቢሆን : እሊህ : ሁሉ : በስይፍ : ይቀጡ ። ከሌሎች : ዘመዶቹም : ጋራ : ቢሰሱን : ለምሳሌ : አባት : ከልጁ : ሚስት : ጋር : ወይም : ልጆች : ከእባታቸው : ሚስት : ጋር : ወይም : ወንድ : ከሚስቱ : ልጅ : ጋር : ወይም : ከሚስቱ : ባል : ሴት :

አንቀጽ ፡ ፵፮ ፡

በለ ፡ ዝሙት ፡ ቅጣት ፡

አው ፡ ወልደ ፡ ብእሲ ፡ ምስለ ፡ ወለተ ፡ ብእሲተ ፡ እቡሁ ፡ አው ፡ እገወ ፡ አብ ፡ ምስለ ፡ ወለተ ፡ እኑሁ ፡ አው ፡ ወልደ ፡ እገው ፡ ምስለ ፡ እገተ ፡ እቡሁ ፡ አው ፡ ስዱ ፡ ኅበ ፡ ጀቲ ፡ አጎት ፡ አው ፡ ወለት ፡ ምስለ ፡ እግ ፡ በእእምሮቶሙ ፡ ይዘበጡ ፡ ወይምትሩ ፡ እእናፊሆሙ ፡ ወእሰኒ ፡ ዘመዋ ፡ ምስሌሆሙ ፡ ኅቡረ ፡

ልጅ ፡ ጋር ፡ ወንድም ፡ ከወንድሙ ፡ ሚስት ፡ ጋር ፡ ወይም ፡ የወንድ ፡ ልጅ ፡ ከእንጀራ ፡ እናቱ ፡ ሴት ፡ ልጅ ፡ ጋር ፡ ወይም ፡ የአባት ፡ ወንድም ፡ ከወንድሙ ፡ ሴት ፡ ልጅ ፡ ጋር ፡ ወይም ፡ የወንድም ፡ ልጅ ፡ ከአባቱ ፡ እገት ፡ ጋር ፡ ወይም ፡ እንድ ፡ ሰው ፡ ከጸ ፡ እትግግቶች ጋር ፡ ወይም ፡ ልጅቱን ፡ ከእናቷ ፡ ጋር ፡ እያወቁ ፡ ቢደርሱ ፡ ይገረፉ ፡ እናንጫቸውንም ፡ ይፎንጉ ፡ ከእነርሱም ፡ ጋር ፡ ያመነዘሩ ፡ ሴቶችም ፡ በእንድነት ፡ ይቀጡ ።

፩ሺ፯፻፳፭ ዘፍወፎቱ ፡ እለኒ ፡ ይዲመሩ ፡ በተዋሰበ ፡ እመ ፡ ኮኑ ፡ አብ ፡ ወወልድ ፡ በእም ፡ ወወለታ ፡ አው ፡ ወልደ ፡ እኑ ፡ ኅበ ፡ ብእሲተ ፡ እገወ ፡ እቡሁ ፡ አው ፡ ጀቲ ፡ አጎው ፡ ለእም ፡ ወወለታ ፡ አው ፡ ወልደ ፡ እገት ፡ ብእሲተ ፡ እገወ ፡ እመ ፡ አው ፡ እገወ ፡ እም ፡ ለብእሲተ ፡ ወልደ ፡ እገቱ ፡ ይትፈለጡ ፡ ወይዝብተዎሙ ፡ ዝብጡት ፡ ማሕመሚ ኅቡረ ፡

፩ሺ፯፻፳፭ ፎፎ ፡ በዝሙት ፡ የተገናኙ ፡ ሰዎች ፡ አባትና ፡ ልጅ ፡ በእናትና ፡ በልጁዋ ፡ ቢሆኑ ፡ ወይም ፡ የወንድም ፡ ልጅ ፡ ከአባቱ ፡ ወንድም ፡ ሚስት ፡ ወይም ፡ ሁለት ፡ ወንድማማቾች ፡ በእናትና ፡ በልጁዋ ፡ ወይም ፡ የእገት ፡ ልጅ ፡ በእናቱ ፡ ወንድም ፡ ሚስት ፡ ወይም ፡ የእናት ፡ ወንድም ፡ የእገትን ፡ ልጅ ፡ ሚስት ፡ ቢደርስ ፡ ይለዩ ። በእንድነትም ፡ ፅኑ ፡ ግርፋት ፡ ይግረፏቸው ።

፩ሺ፯፻፳፭ ሥርዋጽ ፡ ውስተ ፡ ዝንቱ ፡ መካን ፡ ተነግረ ፡ ዘይፈይፍድ ፡ ወሀሎ ፡ ኅበ ፡ መለካውያን ፡ ወአኮ ፡ በኅበኑ ፡ ዘእተነግረ ፡ በቀኖናት ፡ ሐዋርያት ፡ ወኢ ፡ ማኅበረ ፡ ኒቅያ ፡ ዘየኅብር ፡ ኪያሁ ፡ ዘይብል ፡ ወለእመ ፡ ኮኑ ፡ ውሉደ ፡ እገወ ፡ አብ ፡ ወውሉዶሙ ፡ አው ፡ ጸቱ ፡ አጋው ፡ ለጸቲ ፡ እጋት ፡

፩ሺ፯፻፳፭ ሥርዋጽ ፡ በሐዋርያት ፡ መጻሕፍት ፡ ከእርሱ ጋራ ፡ በሚተባበር ፡ በኒቅያ ፡ ጉባኤም ፡ ያልተነገረ ፡ በእኛ ፡ ዘንድ ፡ ያይደለ ፡ በመለካውያውያን ፡ ዘንድ ፡ ያለ ፡ የበዛ ፡ ነገር ፡ በዚህ ፡ አንቀጽ ተነገረ ፡ እንዲህ ፡ የሚል ፡ የአባት ፡ የወንድም ፡ ልጆች ፡ ልጆቻቸውም ፡ ወይም ፡ ሁለት ፡ ወንድማማቾች ፡ ለሁለት ፡ እትግግቶች ፡ ቢሆኑ ፡ ፈረጃጃጃ ሁለተኛ ፡ ጽፎ ፡ መነኮሳይያትንና ፡ ዲያቆናውያትን ፡ ገዳም ፡ የገቡትንም ፡ ሴቶች ፡ ያገቡትን ፡ ሰዎች ፡ በእንድነት ፡ እናንጫቸውን ፡ ይፎንጋቸው ።

፩ሺ፯፻፳፭ ዳግም ፡ ዘፍወፎቱ ፡ እለ ፡ ያወሰቡ ፡ መነኮሳይያት ፡ ወዲያቆናውያት ፡ ወገዳማውያት ፡ ይምትሩ ፡ እእናፊሆሙ ፡ ኅቡረ ፡

፩ሺ፯፻፳፭ ጽ፬ ፡ በጥምቀተ ፡ ከርስትና ፡ የተዘመዷቸውን ፡ የሚያገቡ ፡ ሰዎች ፡ በጋብቻ ፡ ሥርዓት ፡ ወይም ፡ ከዚህ ፡ በሌላ ፡ (በዝሙት) ፡ ቢኖሩ ፡ እናንጫቸውን ፡ ፎንጎው ፡ ይለዩባቸው ፡ እስቀድሞ ፡ (ለወንዱ) ፡ ሚስት ፡ (ለሴቷ) ፡ ባል ፡ ቢኖራቸው ፡ የግርፋት ፡ ቅጣት ፡ ይጨምሩባቸው ።

፩ሺ፯፻፳፭ ዘፍወፎቱ ፡ እለ ፡ ያወሰቡ ፡ ዓርካተ ፡ ዘጥምቀተ ፡ ከርስትና ፡ እመሂ ፡ ነበሩ ፡ በሕገ ፡ ሰብሰብ ፡ አው ፡ በካልእ ፡ እምዝንቱ ፡ ይምትሩ ፡ እእናፊሆሙ ፡ ወይፍልጥዎሙ ፡ ወእመስ ፡ ኮኑ ፡ ሎሙ ፡ ቅድመ ፡ ብእሲት ፡ ወምት ፡ ይወሰክዎሙ ፡ ኮነኔ ፡ ዝብጡት ፡

፩ሺ፯፻፳፭ ሦስተኛ ፡ ጽ፯ ፡ ልጃገረዲን ፡ በግድ ፡ ቢይዛት ፡ እናንጫውን ፡ ይፎንጉት ፡ ለእርሱዋም ፡ ከገንዘቡ ፡ ሚሶውን ፡ ይሰጧት ፡ ጽ፱ ፡ አስራ ፡ ሦስት ፡ ዓመት ፡ ሳይሆናት ፡ አስቀድሞ ፡ ልጃገረዲቱን ፡ የያዛትን ፡ ሰው ፡ እናንጫውን ፡ ይፎንጉት ፡ ከገንዘቡም ፡ እኩሌታውን ፡ ለእርሱዋ ይሰጧት ።

፩ሺ፯፻፳፭ ሣልስ ፡ ዘፍወፎቱ ፡ ዘይእገዛ ፡ ለወለት ፡ ድንግል ፡ በግብር ፡ ይምትሩ ፡ እእናፊሁ ፡ ወየሀብዋላቲ ፡ ሣልስተ ፡ እድ ፡ እምንዋዩ ፡ ዘፍወፎቱ ፡ ወዘሂ ፡ ይእገዛ ፡ ለወለት ፡ እምቅድመ ፡ ታብጽሕ ፡ ኾወፎተ ፡ ዓመተ ፡ ይምትሩ ፡ እንፎ ፡ ወየሀብዋ ፡ ላቲ ፡ መንፈቆ ፡ ለዘእጥረዮ ።

አገቀጽ፡ ፃፏ።

ሰለ፡ ህመት፡ ትጣት።

፩ሺ፺፻፳፭ ዘፃወዛተ፡ ወዘይገዝ፡ ፍገርተ፡ ካልኡ፡ ሰለመ፡ ኮነ፡ ዝንቲ፡ በፈቃዳ፡ ይምትሩ፡ አእና ፊሁ፡ ወእእናፊሃ፡ ወእመለ፡ ገብረ፡ በእገ ብር፡ ኪያሃ፡ የሀብዋ፡ ላቲ፡ ድጎረ፡ ተኩነን፡ ማልስተ፡ እድ፡ አምዘአጥረዮ።

፩ሺ፺፻፳፮ ራብዕ፡ ግዕድ፡ ወእለ፡ ይመሥጡ፡ ወለተ፡ ሕዕድተ፡ አው፡ ዘኢተሐዕዮት፡ አው፡ መዐስ ብተ፡ እመ፡ ኮነት፡ አምዘመደ፡ ከዙራን፡ አመሃ፡ አመተ፡ አው፡ አግንዚተ፡ ወፈድፋ ደሰ፡ አምእለ፡ ኮና፡ ለእግዚአብሔር፡ ፍላጣተ፡ በግዕዝን፡ ሰበ፡ ገብሩ፡ ዘንተ፡ በጸብእ፡ ይትኩነን፡ በሰይፍ፡ ዘገብረ፡ ዘንተ፡ ወእለኒ፡ ጎብሩ፡ ምሰሌሁ፡ በምንትኒ፡ ያተ፡ ወተራድ እዎ፡ ይዘበጡ፡ ወይትላጸዩ፡ ሥዕርተ፡ ርእሶሙ፡ ወይምትሩ፡ እእናፊላዮሙ፡ ወይሰይዱ። ወእመስ፡ ገብሩ፡ ዘንተ፡ ዘእንበለ፡ ጸብእ፡ ትት መተር፡ አደ፡ መሣጢ፡ ባሕተቲ፡ ወእለ፡ ተራድእዎ፡ ይዘበጡ፡ ወይትላጸዩ፡ ሥዕርተ፡ ርእሶሙ፡ ወይሰይዱ።

፩ሺ፺፻፳፯ ወለእመ፡ ተጎበለ፡ ገብር፡ ለሰለ፡ መግጠ፡ አግዝኡቲ፡ ወረድኦ፡ በዝንቲ፡ ካልኡ፡ ያውፅ ይዎሙ፡ በእሳት፡ ጎብረ። ወለእመ፡ እእመረ፡ ገብር፡ ዕግተተ፡ በእንተ፡ ተሀይዶተ፡ አግዝኡቲ፡ ወኢረድኦ፡ በእንተ፡ ዝንቲ፡ ያውፅይዎ፡ በእሳት።

፩ሺ፺፻፳፰ ጎምለ፡ ጽወጽቲ፡ ዘተደመረ፡ ምሰለ፡ ወለት ድንግል፡ በፈቃዳ፡ ወዘእንበለ፡ ፈቃዳ፡ እንበለ፡ ያአምሩ፡ ወላድያኒሃ፡ ለእመ፡ ኮነ፡ ያፈትር፡ አውበበታ፡ ይደልዎሙ፡ ጎርዮት፡ ለወላድያኒሃ፡ ዘመ፡ ይፈጽሙ፡ መፍትዖ። ወለእመ፡ እበዩ፡ ልዩ፡ አምወላድያኒሃ፡ አመ፡ ይትኩሀሎ፡ ለብእሲ፡ ዘአማሰና፡ ወኮነ፡ ባዕለ፡ የሀባ፡ ልጥረ፡ ወርት፡ ወእመ፡ ኢይትከሀሎ፡ የሀባ፡ መንፈቀ ንዋዩ፡ እመስ፡ ኮነ፡ ነጻዩ፡ በኩሉ፡ ይዝብጥዎ፡ ወይላጽዶዎ፡ ርእሶ፡ ወይሰይድዎ።

፩ሺ፺፻፳፱ ሳድሰ፡ በእንተ፡ ዘትኩሙ፡ ምሰለ፡ ገብር፡ አው፡ ምሰለ፡ አመት። ዘግወፅቲ፡ ብእሲት፡ እንተ፡ ባቲ፡ ምት፡ ሰበ፡ ዘመወት፡ ምሰለ፡ ገብራ፡ ይዝብጥዎ፡ ወትትላጸዩ፡ ርእሳ፡ ወይምትሩ፡ አእናፊሃ፡ ወይሰይድዎ፡ አምዘገር፡ ዘትንብር፡ ባቲ፡ ወትደቅ፡ አምተሉ፡ ከብራ፡ ወለገብርስ፡ ዘዘመወ፡ ምሰሌሃ፡ ዮነኔሁ፡ ሰይፍ።

፩ሺ፺፻፳፻ ጳጳ። የሌላውን፡ ለመኛ፡ የያዘ፡ ሰው፡ ይህ፡ በፈቃዱዋ፡ ቢዮን፡ የእርሱዋንና፡ የእርሱን፡ አፍንጫ፡ ይርንጉ። እርሱዋን፡ በማሰገድድ፡ ቢያደርግ፡ ግን፡ እርሱ፡ ከተቀጣ፡ በኋላ፡ ከገንዘቡ፡ ሲሦውን፡ ይሰባሉት።

፩ሺ፺፻፴፬ ጳጳ። ጳጳ። የታሠቀውን፡ ወይም፡ ያልተሠቀውን፡ ለጳገረድ፡ ወይም፡ አግብተ፡ የፈታቸውን፡ ከዘቡራን፡ ወገን፡ ብትሆን፡ ባሪያ፡ ወይም፡ ነፃ፡ የወጣች፡ ብትሆን፡ ያልቁንም፡ በጠባያቸው፡ ለአግዚአብሔር፡ ልዩ፡ ገንዘብ፡ የሆኑትን፡ የሚነጥቁ፡ ይህን፡ በገይል፡ ቢያደርጉ፡ ይህን፡ ያደረገ፡ በሰይፍ፡ ይቀጣ። በምንም፡ ፃይነት፡ ከእርሱ፡ ጋር፡ የተባበሩ፡ የረዱትም፡ ይገረፉ። ጠጉራቸውንም፡ ያላህኩ። አፍንጫቸውንም፡ ተርንነው፡ ይሰይዱ። ያሰጠብ፡ ይህን፡ ቢያደርጉ፡ ግን፡ የነጣቁ፡ አጅ፡ ብቻ፡ ትቂሪጥ። ረዳቶቻም፡ ይገረፉ። የራስ፡ ፀጉራቸውንም፡ ተላጭተው፡ ይሰይዱ።

፩ሺ፺፻፴፮ ባሪያ፡ እመቤቲን፡ ለመንጠቅ፡ ቢደፍር፡ ሌላውም፡ በዚህ፡ ሥራ፡ ቢረዳው፡ በአንድነት፡ በእሳት፡ ያቀጥሏቸው። ባሪያ፡ ስለእመቤቲ፡ መንጠቅ፡ መከበቡዋን፡ ቢያውቅና፡ ባይረዳት፡ ስለዚህ፡ በእሳት፡ ያቀጥሉት።

፩ሺ፺፻፴፯ ፩፻። በፈቃዱዋ፡ ወይም፡ ያለፈቃዱዋ፡ ወላጆቹ፡ ሳያውቁ፡ ከልጳገረድ፡ ጋር፡ የተገናኘ፡ ሊያገባት፡ የሚወድ፡ ቢዮን፡ ለወላጆቹ፡ ፈቃዱን፡ ይፈጽሙለት፡ ዘንድ፡ ምርጫ፡ ይገባቸዋል። ከወላጆቹ፡ አንዱ፡ እንበ፡ ቢል፡ የገመግት፡ ሰው፡ ቢቻለው፡ ባለጸጋም፡ ቢዮን፡ ምዝን፡ ወርቅ፡ ይሰጣት። ባይቻለው፡ ግን፡ የገንዘቡን፡ እኩሌታ፡ ይሰጣት። በሁሉም፡ ትጋሪኛ፡ ቢዮን፡ ገርፈው፡ ራሱንም፡ ላጭተው፡ ይሰይዱት።

፩ሺ፺፻፴፰ ፮፻። ከባሪያዋ፡ ጋር፡ ስለምትሰሰን፡ እመቤት፡ ወይም፡ ከባሪያዬቲ፡ ጋር፡ ስለሚሰሰን፡ ጌታ፡ ይናገራል። ጳጳ። ባል፡ ያላት፡ ሴት፡ ከባሪያዋ፡ ጋር፡ ብትሰሰን፡ ይግረፏት። ራሱዋንም፡ ትላጭ። አፍንጫዋንም፡ ፎንነው፡ ከምትኖርበት፡ ዘገር፡ ያባርኛት። ከመጻርጉዋም፡ ሁሉ፡ ትዋረድ። ከእርሱዋ፡ ጋር፡ ስለመነዘረ፡ ባሪያ፡ ግን፡ ቅጣቲ፡ ሰይፍ፡ ነው።

፩ሺ፯፻፴፱ ዘግደዱት ፡ ወብእሲት ፡ ዘእልባቲ ፡ ምት ፡ ሶባ
 ዝመወት ፡ ምሰለ ፡ ገብራ ፡ ወኮነት ፡ ቅድመ ፡
 ዘእንበለ ፡ ውሉድ ፡ ትዘበጥ ፡ ወትትላጸይ ፡
 ርእሳ ፡ ወሰገብርኒ ፡ ይዝብጥዎ ፡ ወይላጸይዎ ፡
 ሥዕርቶ ፡ ወየሀብዎ ፡ ወይሚጥዎ ፡ ለመኩንን ፡
 ወእመ ፡ ሀለወ ፡ ላቲ ፡ ውሉድ ፡ ነሉ ፡ ንዋያ ፡
 ይኩን ፡ ለደቲቃ ፡ ወዛሕቲ ፡ ታሕተ ፡ እይ ፡
 ንጉሥ ፡ ይትዐቀብ ፡ ሎሙ ፡ ወተገብሮ ፡ ባሕ
 ቲቲ ፡ ይኩን ፡ ውሰተ ፡ እደሃ ፡ ወግጠ ፡ ገብ
 ርኒ ፡ ካዕበ ፡ ይኩን ፡ ለውሉዳ ፡

፩ሺ፯፻፴፩ ዘግደዱት ፡ ነሉ ፡ ዘቦ ፡ ብእሲት ፡ ወደወሰባ ፡
 ለእመተ ፡ ዜእሁ ፡ ሶባ ፡ ተዐውቀ ፡ ግብረ ፡
 ዜእሁ ፡ ይትነሳሕ ፡ በዝብጠት ፡ ወሊቶ ፡ ሀገ
 ርኒ ፡ ይንሥእ ፡ ለደእቲ ፡ እመት ፡ ወይሚጥ ፡
 ውሰተ ፡ ሀገር ፡ ካልእ ፡ ወደንብር ፡ ግጥ ፡
 ውሰተ ፡ መዛግብቲሁ ፡ ወዘይዜሙ ፡ በእመት ፡
 ዘኢኮነት ፡ ሎቲ ፡ ለእመ ፡ ኮነ ፡ እምብሉላን ፡
 የሀብ ፡ ለእጋእዝቲሃ ፡ ግደዱት ፡ ዲናራተ ፡
 ወርቅ ፡ ወሰእመ ፡ ኮነ ፡ እምቅሩባን ፡ ይዝብ
 ጥዎ ፡ ወየሀብ ፡ ንዋያ ፡ በእምጣን ፡ ከሂሎቲ ፡
 እምጉልቂ ፡ ግደዱት ፡ ዲናር ፡

፩ሺ፯፻፴፪ ሳብዕ ፡ በእንተ ፡ ነሉ ፡ ዝሙት ፡ ዘግደዱት ፡
 ለዘግደዱት ፡ ይዝብጥዎሙ ፡ ወይላጸይ ፡ ሥዕር
 ርቲ ፡ ርእሶሙ ፡ ወይምትሩ ፡ እእናራሥሙ ፡
 ወሰእለ ፡ ያስተራክብዎሙ ፡ ወይትለእክዎሙ ፡
 በዝንቱ ፡ ፍኖት ፡ ይዝብጥዎሙ ፡ ወይላጸይዎሙ
 ወየእዝዎሙ ፡ ተሰዶ ፡ ወይእገር ፡ ብዙን ፡
 መዋዕለ ፡ ውሰተ ፡ ሰደት ፡

፩ሺ፯፻፴፫ ዘግደዱት ፡ ብእሲ ፡ ዘቦቱ ፡ ብእሲት ፡ ወይዜሙ ፡
 ይዝብጥዎ ፡ ፲ወደተ ፡ ጊዜያተ ፡ በጥብጣቤ ፡
 ወዘእልቦቲ ፡ ብእሲት ፡ ሶባ ፡ ደረረ ፡ አምሳለ ፡
 ዝንቱ ፡ ኃጢአት ፡ በኚቲ ፡ ጥብጣቤ ፡ ይነጽሕ ፡

፩ሺ፯፻፴፬ ዘግደዱት ፡ ኃጢአተ ፡ ዝሙት ፡ እምደኅረ ፡
 ጵቲ ፡ ዓመት ፡ እይትከሰሰ ፡ ይኤምር ፡ ንዘ ፡
 እለ ፡ ይኤብሱ ፡ እንዘ ፡ ሀለወ ፡ ምሰለ ፡ ተኢ
 ዝዎ ፡ ኅረት ፡ እይትፈታሕ ፡ ዘውእቲ ፡ ኅዳገ ፡
 ዕዳ ፡ ምሰለ ፡ ተኢዝዎ ፡ ኅሩይ ፡

፩ሺ፯፻፴፭ ዘግደዱት ፡ ወዘተንበለ ፡ ከመ ፡ ያንብር ፡
 ቲቲ ፡ አንሰቲ ፡ ዘእንበለ ፡ ሕግ ፡ እላ ፡ በራቃዳ ፡
 ርከሰ ፡ ወራታሕ ፡ ይፍታሕ ፡ ላዕሊሁ ፡ በዝንቲ
 ነኑ ፡ ዘግደዱት ፡ ወእመ ፡ ኢያእመረት ፡
 ዳግማዊት ፡ ግብራ ፡ ለቀዳማዊት ፡ ምሰሌሁ ፡
 ዘበሕግ ፡ ይሥረዩ ፡ ላቲ ፡

፩ሺ፯፻፴፬ ግጵ ፡ ባል ፡ የሌላት ፡ ሴት ፡ ከባሪዎዎ ፡ ዝር ፡
 ብታመነዝር ፡ እስቀድማ ፡ ያለልጅ ፡ ብትዎ
 ንም ፡ ትገረፍ ፡ ራሱዎንም ፡ ትላግ ፡ ባሪዎው
 ንም ፡ ይግረፉት ፡ ጠጉሩንም ፡ ያለ ጤት ፡ ለዳ
 ኛም ፡ ይሰጡት ፡ ወይም ፡ ይሸጡት ፡ ልጆች ፡
 በግፍዎት ፡ ንንዘቡዎ ፡ ሁሉ ፡ ለልጆቹ ፡ ይሁን ፡
 ነገር ፡ ግን ፡ በዳኛ ፡ ሥልጣን ፡ ይጠበቅላቸው ፡
 ሠርታ ፡ የምታገኘው ፡ ብቻ ፡ በእጁዎ ፡ ይሁን ፡
 የባሪዎውም ፡ ሽያጭ ፡ ለልጆቹ ፡ ይሁን ፡

፩ሺ፯፻፴፭ ግጵ ፡ ሚሰት ፡ ያለችው ፡ ባሪዎውንም ፡ የሚ
 ገናኛት ፡ ሰው ፡ ሥራው ፡ በታወቀ ፡ ጊዜ ፡ በግ
 ርፋት ፡ ይቀጣ ፡ ዳኛውም ፡ ያችን ፡ ባሪያ ፡ ወ
 ሰዶ ፡ ከሌላ ፡ ሀገር ፡ ይሸጣት ፡ ዋጋዎንም ፡
 ከዕቃቤቲ ፡ ያኑር ፡ የእርሱ ፡ ንንዘብ ፡ ባልዎ
 ነች ፡ ሴት ፡ ባሪያ ፡ የሚሰሰን ፡ ከባለጸጎች ፡
 ወገን ፡ ቢዎን ፡ ግጵ ፡ የወርቅ ፡ ዲናር ፡ ለጌቶቹ ፡
 ይሰጥ ፡ ከቅርቦች ፡ ወገን ፡ ቢዎን ፡ ይግረፉትና ፡
 ከግጵቲ ፡ ዲናር ፡ ቀጥር ፡ ከፍሎ ፡ የተቻለውን ፡
 ያህል ፡ ይሰጥ ፡

፩ሺ፯፻፴፪ ግጵ ፡ ስለዝሙት ፡ ሁሉ ፡ ይናገራል ፡ ግጵ ፡
 ዘግደዱት ፡ (እመንዝሮችን) ፡ ይግረፉዎቸው ፡
 የራሳቸውንም ፡ ፀጉር ፡ ይላጩዎቸው ፡ እናንጫ
 ቸውንም ፡ ይፎንፏቸው ፡ በዚህም ፡ መንገድ ፡
 እየተላላኩ ፡ የሚያቃጥሯቸውን ፡ ይግረፉዎ
 ቸው ፡ ይላጩዎቸውም ፡ ስደትንም ፡ ይፍረዱ
 ባቸው ፡ ብዙ ፡ ዘመንም ፡ በስደት ፡ ይነሩ ፡

፩ሺ፯፻፴፫ ግጵ ፡ ሚሰት ፡ ያለችው ፡ የሚያመነዝርም ፡
 ሰው ፡ ፲፪ ፡ ጊዜ ፡ በጅራፍ ፡ ይግረፉት ፡ ሚሰት ፡
 የሌላችው ፡ ሰው ፡ ይህን ፡ በመሰለ ፡ ኃጢአት ፡
 ቢደፍር ፡ በ፯ ፡ ግርፋት ፡ ይነጸል ፡

፩ሺ፯፻፴፬ ግጵ ፡ በዝሙት ፡ የተሠራ ፡ ኃጢአት ፡ ከ፩ ፡
 ዓመት ፡ በኋላ ፡ እያስከሰሰም ፡ ከተመረጠች ፡
 ትእዛዝ ፡ ጋር ፡ ሳሉ ፡ ስለበደሉ ፡ ሰዎች ፡ እን
 ደሆነ ፡ ያሰረዳል ፡ እይራረድበትም ፡ ይኸውም
 ከተመረጠ ፡ ትእዛዝ ፡ ጋር ፡ ዕዳን ፡ መተው ፡
 ነው ፡

፩ሺ፯፻፴፭ ግጵ ፡ እርሱ ፡ በፈቃዱ ፡ ርከሰ ፡ እንጂ ፡ ያለ ፡
 ሕግ ፡ ፪ ፡ ሚሰት ፡ ሊያኖር ፡ የደረረ ፡ ሰው ፡
 በዚህ ፡ ዳኛ ፡ የዘግደዱት ፡ ቅጣት ፡ ይፍረድ
 በት ፡ ሁለተኛዬቲ ፡ ፊተኛዬቲ ፡ የሕግ ፡ ሚሰት
 መሆኗን ፡ ባታወቀ ፡ ይቅርታ ፡ ያደርጉላት ፡

፩ሺ፯፻፵፮ ዘቅወጃቱ ፡ ወለአመ ፡ ፀንስት ፡ ብእሲት ፡
ወሙሞረት ፡ ከመ ፡ ታድሞኅ ፡ ዘሙስተ ፡ ከርግ ፡
ይዝብጥዋ ፡ ወይስድድዋ ፡

፩ሺ፯፻፵፯ ሥርዋጽ ፡ ክዑብ ፡ ሥቃዩ ፡ አውሳቢ ፡ ለውስ
ብት ፡ እስመ ፡ ዐለዎ ፡ ለእግዚአብሔር ፡ በእንተ
ዐመግሁ ፡ ለነፍሱ ፡ ወካልኡ ፡ ወይትዐመቅ ፡
ለካልኡ ፡ ብሂል ፡ መግምርቱ ፡ ወመግምርተ ፡
ካልኡ ፡ ወዘኢኮነ ፡ አውሳቢስ ፡ ለዘኢኮነት ፡
ውስብተ ፡ እንጋ ፡ ይኤምዎ ፡ ለእግዚአብሔር ፡
በነፍሱ ፡ ባሕቲቱ ፡

፩ሺ፯፻፵፰ ሳምን ፡ ዘቅወጃቱ ፡ አለ ፡ ይገብሩ ፡ ግብረ ፡
ገምራ ፡ ለገብረኒ ፡ ወለዘይገብርዎ ፡ ነጉነኢሆሙ ፡
ሰይፍ ፡ ሰበስ ፡ ኮነ ፡ ዘገብርዎ ፡ ሕጽጽ ፡ መዋዕ
ሊዑ ፡ እምኸወጃቱ ፡ ዓመት ፡ ሕጽጽ ፡ መዋዕሊዑ
ያድኅኖ ፡ እምነጉነኔ ፡

፩ሺ፯፻፵፱ ታሰዕ ፡ ዘቅወጃቱ ፡ ወአለ ፡ ይገብሩ ፡ እንስሳ ፡
ይምትሩ ፡ እስኪቶሙ ፡

፩ሺ፯፻፶፬ ዓሥር ፡ ዘጅወጃቱ ፡ ወዘሂ ፡ አእመረ ፡ ዝሙተ ፡
ብእሲቱ ፡ ወእርመመ ፡ ይሰይድ ፡ እምድኅረ ፡
ቀሠፍዎ ፡ ለዘማዋስ ፡ ወለዘማዋት ፡ ይምትሩ ፡
አእናፈሆሙ ፡

፩ሺ፯፻፶፩ ክፍል ፡ ዳግግዊ ፡ በእንተ ፡ ተግግጽ ፡ ዝሙት ፡
መንፈሳዊ ፡ ወውኦቱ ፡ ጅቱ ፡ አክሳል ፡ ቀዳሚ ፡
ዘካዘናት ፡ ኒቅያ ፡ ዘቅወጃቱ ፡ ወለአመ ፡ ተረ
ክበ ፡ ኤጲስቆጶስ ፡ በምንትኒ ፡ እምዝሙት ፡
ይይት ፡ እመዓርገ ፡ ክዘነቱ ፡ ወኢይትመዋዮ ፡
ኅቢሃ ፡ ዳግመ ፡ ወለአመ ፡ ናስሐ ፡ ኢይክልእዎ ፡
እምተይምሮ ፡ ምእመናን ፡ ወነግኢ ፡ ቀሩርገን ፡
እስመ ፡ ኢኮነ ፡ አበሳዑ ፡ ከመ ፡ አበሳዮሙ ፡
ለሕዝባዊያን ፡

፩ሺ፯፻፶፪ ዘቅወጃቱ ፡ ወለአመ ፡ ተዐቅረ ፡ ቀሲስ ፡ ወዘ
መወ ፡ ወእኢኮነ ፡ ቦቱ ፡ ልማድ ፡ እምቀዳሙ ፡
ወኮነ ፡ ሠናዩ ፡ ዘናዑ ፡ እምግንቱ ፡ ወኢያው
ስበ ፡ ብእሲቱ ፡ ንስሐዑ ፡ ከመ ፡ ይጸም ፡ ወይ
ጸሊ ፡ ዓመተ ፡ ፍጹመ ፡ ወየሀብ ፡ እምንዋዩ ፡
ምጽዋተ ፡ በእምጣነ ፡ ክሂሎቱ ፡ ወይትከላእ ፡
እመዓርገ ፡ መልእክቱ ፡ እስከ ፡ ይትራጸም ፡
ዓመተ ፡ ንስሐዑ ፡ ወእምድኅረዝ ፡ ይትመዋዮ ፡
ኅበ ፡ መልእክቱ ፡ ወቅዳሴዑ ፡ በዘመ ፡ ነበረ ፡
ቅድመ ፡ ወያሳዮን ፡ በኩሎ ፡ መዋዕሊዑ ፡ ዘይት

፩ሺ፯፻፵፰ ጅጃ ፡ ሴት ፡ ብተረግዝና ፡ በዮዲ ፡ ያለውን ፡
ዕንስ ፡ ልተሰወርድ ፡ ብትወድ ፡ ገርፈው ፡ ማር
ሯት ፡

፩ሺ፯፻፵፯ ሥርዋጽ ፡ ባል ፡ ያላትን ፡ የደረሰ ፡ ሚስት ፡
ያለችው ፡ ሰው ፡ ኃጢአቱ ፡ ዕጥፍ ፡ ነው ፡
በራሱ ፡ በይል ፡ እግዚአብሔርንና ፡ ሌላውን ፡
በድኅልና ፡ ለካልኡ ፡ (ለሌላው) ፡ ማለት ፡
ሚስቱና ፡ የሌላው ፡ ሚስት ፡ ማለት ፡ እንደዚህ ፡
ይታወቃል ፡ ባል ፡ ክሌላት ፡ ሴት ፡ የሚደርስ ፡
ሚስት ፡ የሌለው ፡ ግን ፡ በራሱ ፡ ብቻ ፡ እግዚአ
ብሔርን ፡ ይበድሰው ፡ እንደዚህ ፡ እንጂ ፡

፩ሺ፯፻፵፰ ሰምንተኛ ፡ ጅጃ ፡ ግብረ ፡ ሰዶም ፡ የሚሠሩ ፡
ሰዎች ፡ ለአድራጊውና ፡ ለተደራጊው ፡ ቅጣታ
ሰይፍ ፡ ነው ፡ ቀደራጊው ፡ (ጅጃ ፡ ዓመት ፡ ያልመ
ላው ፡ ቢሆን ፡ የዘመኑ ፡ ማንስ ፡ ከቅጣት ፡ ያይ
ነዋል ፡

፩ሺ፯፻፵፱ ዘጠኝኛ ፡ ጅጃ ፡ እንስሳን ፡ የሚገናኙ ፡ ሰዎች
ን ፡ ዓባለ ፡ ዘራቸውን ፡ ይቁረጡ ፡

፩ሺ፯፻፶፬ ዐሥረኛ ፡ ፳፮ ፡ የሚስቱን ፡ ማመንዘር ፡ እያ
ወቀ ፡ ዝም ፡ ያለ ፡ ሰው ፡ ከገረፉት ፡ በኋላ ፡
ይለይ ፡ ሴስኛውንና ፡ ሴስኛይቱን ፡ ግን ፡ እፍ
ንጫቸውን ፡ ይቁረጧቸው ፡

፩ሺ፯፻፶፩ ሁለተኛው ፡ ክፍል ፡ ስለዝሙት ፡ መንፈሳዊ ፡
ቅጣት ፡ ይናገራል ፡ ይኸውም ፡ ጅጃ ፡ ክፍል ፡
ነው ፡ መጀመሪያው ፡ የካዘናት ፡ ነው ፡ ኒቅያ ፡
ጅጃ ፡ ኤጲስቆጶስ ፡ ከዝሙት ፡ ወገን ፡ በማናቸ
ውም ፡ ቢገኝ ፡ ከክህነቱ ፡ መዓርግ ፡ ይሻር ፡ ዳግ
መኛም ፡ ወይእርሱዋ ፡ አይመለስ ፡ ንስሐ ፡
ቢገባ ፡ ግን ፡ ከምእመናን ፡ ጋር ፡ መገናኘትን ፡
ቀርባን ፡ መቀበልንም ፡ አይከልክሉት ፡
በደሉ ፡ እንደ ፡ ሕዝባዊያን ፡ በይል ፡ አይደለ
ምና ፡

፩ሺ፯፻፶፪ ፹፫ ፡ ቄስ ፡ ተሰናክሎ ፡ ቢሰሰን ፡ ከጥንት ፡
ጀምሮ ፡ ልማድ ፡ የሌለው ፡ ቢሆን ፡ ከጥንት ፡
ጀምሮም ፡ ሰም ፡ አጠራሩ ፡ መልካም ፡ ቢሆን ፡
ሚስት ፡ ያላገባም ፡ ከዞነ ፡ ንስሐው ፡ ፩ ፡ ዓመት
ይጸምና ፡ ይጸልይ ፡ ዘንድ ፡ ነው ፡ ከገንዘቡም ፡
የተቻለውን ፡ ያዘል ፡ ምጽዋት ፡ ይሰጥ ፡ የንስ
ሐው ፡ ዓመት ፡ እስኪፈጸም ፡ ድረስ ፡ ከክህነት ፡
ሥራው ፡ ይከልከል ፡ ከዚህም ፡ በኋላ ፡ ቀድሞ ፡ እን
ደነበረ ፡ ወይአገልግሎቱና ፡ ወይቅዳሴው ፡ ይመ
ለስ ፡ በዘመኑም ፡ ሁሉ ፡ አጅግ ፡ የሚጠነቅቅ

አንቀጽ ፡ ፵፰ ፡

ሰለ ፡ ዝሙት ፡ ቅጣት ፡

ዙቀብ ፡ ጥቀ ፡ ወለእሙ ፡ ተመይጠ ፡ ድኅረ ፡
ንሰሓው ፡ ወጥብረ ፡ በእምሳለ ፡ ዝንቱ ፡ ይግእ ፡
እምክህንቱ ፡ ባሕቱ ፡ አይክልእም ፡ እምተሳ
ትፎ ፡ ምእመናን ፡ ወቀርባን ፡ ወለእሙ ፡ ኮን ፡
ዘአውስበ ፡ ወብእሲቱኒ ፡ ምስሌሁ ፡ ውስተ ፡
ቤቱ ፡ ይግበሩ ፡ ቦቱ ፡ በእምሳለ ፡ ዝንቱ ፡ ካዕ
በቱ ፡ ዘከመ ፡ ተዳሚ ፡ ንሰሓ ፡

ይሁን ፡ ከንሰሓውም ፡ በኋላ ፡ ተመልሶ ፡ ይህን ፡
የመሰለ ፡ ሥራ ፡ ቢሠራ ፡ ከክህነቱ ፡ ይሻር ፡
ነገር ፡ ግን ፡ ከምእመናን ፡ አንድነትና ፡ ከቀርባ
ባን ፡ አይክልክሉት ፡ ይገባ ፡ ቢሆን ፡ ሚሰቱም ፡
ከእርሱ ፡ ጋር ፡ ብትኖር ፡ በዚህ ፡ ምሳሌ ፡ እንደ
መጀመሪያው ፡ ንሰሓ ፡ ዕጥፍ ፡ ያደርጉበት ፡

፩ሺ፯፻፵፱ ወዲያቆንኒ ፡ ያላጥን ፡ በቀዳሚ ፡ በእምሳለ ፡
ቀሰሰ ፡ ወለእሙ ፡ ተመይጠ ፡ በዳግም ፡ ንሰ
ሓው ፡ ፩ዱ ፡ ዓመት ፡ ወአመ ፡ ተመይጠ ፡ በግ
ልሰ ፡ ይግእ ፡ እምክህንቱ ፡ ለእሙ ፡ ኮን ፡ ዘአል
ቦቱ ፡ ብእሲት ፡ ወእሙኒ ፡ ህለውት ፡ ብእሲቱ ፡
ውስተ ፡ ቤቱ ፡ ይትጎደግ ፡ በንሰሓ ፡ ድኅረ ፡
ቀሰደ ፡ ቶተ ፡ ዓመተ ፡ ወበፍጻሜ ፡ ቶቱ ፡ ዓመት ፡
ይትመዩጥ ፡ ንበ ፡ ክህነቱ ፡ ወእመሰ ፡ ተመይጠ
እምድኅረዝ ፡ ይግእ ፡ እምክህንቱ ፡ ግሙራ ፡
ወፈድፋደሰ ፡ ኤጲስቆጶስ ፡ ይግእ ፡ ፍጹሙ ፡ አመ
ዓርጊዎ ፡ በአበሳሁ ፡ ቀዳማዊ ፡ ወአልቦቱ ፡
ንሰሓ ፡ ዳእሙ ፡ አይክልእም ፡ እምተሳትፎተ ፡
ምእመናን ፡ ወንግኤ ፡ ቀርባን ፡

፩ሺ፯፻፵፱ ዲያቆንም ፡ በመጀመሪያ ፡ እንደ ፡ ቁሱ ፡
ይሁን ፡ በመሰለም ፡ በሁለተኛው ፡ ንሰሓው ፡
፩ ፡ ዓመት ፡ ይሁን ፡ በ፫ኛ ፡ በመሰለ ፡ ከክህ
ነቱ ፡ ይሻር ፡ ሚሰት ፡ የሌላችው ፡ ከሆነ ፡ ሚ
ስቱ ፡ በቤቱ ፡ ካለች ፡ ፫ ፡ ዓመት ፡ ከተለየ ፡
በኋላ ፡ በንሰሓ ፡ ይቅርላት ፡ በ፫ ፡ ዓመት ፡ መሠረ
ረሻም ፡ ወይክህንቱ ፡ ይመለሰ ፡ ከዚህ ፡ በኋላ ፡
ቢመለሰ ፡ ግን ፡ ፈጽሞ ፡ ከክህነቱ ፡ ይሻር ፡
ይልቱንም ፡ ኤጲስቆጶስ ፡ በመጀመሪያ ፡ ኃላ
አቱ ፡ ከሹመቱ ፡ ፈጽሞ ፡ ይሻር ፡ ከምእመናን ፡
ጋር ፡ ከመገናኘት ፡ ቀርባን ፡ ከመቀበል ፡ አይክ
ልክሉት ፡ እንጂ ፡ ንሰሓ ፡ የለውም ፡

፩ሺ፯፻፵፱ ወቀሰሰኒ ፡ ዘአልቦቱ ፡ ብእሲት ፡ ይንሰሓ ፡
ወዘሰ ፡ ቦቱ ፡ ብእሲት ፡ አይነሰሕ ፡

፩ሺ፯፻፵፱ ሚሰት ፡ የሌላችውም ፡ ቁሰ ፡ በንሰሓ ፡ ይመ
ለሰ ፡ ሚሰት ፡ ያለችው ፡ ግን ፡ በንሰሓ ፡ አይመ
ለሰ ፡

፩ሺ፯፻፵፯ ወዲያቆንኒ ፡ ዘአልቦቱ ፡ ብእሲት ፡ ይንሰሓ ፡
ቶተ ፡ ጊዜያተ ፡ ወዘሁቱ ፡ ብእሲት ፡ ፩ደ ፡ ጊዜ ፡
ወአይክልእምሙ ፡ እምንግኤ ፡ ቀርባን ፡ ወተ
ሳትፎተ ፡ ምእመናን ፡ አላ ፡ ይክልእምሙ ፡
እምተልእኮ ፡ ምሥዋሶ ፡

፩ሺ፯፻፵፮ ሚሰት ፡ የሌላችው ፡ ዲያቆንም ፡ ጀት ፡ ጊዜ ፡
ሚሰት ፡ ያለችው ፡ አንድ ፡ ጊዜ ፡ በንሰሓ ፡
ይመለሰ ፡ ቀርባን ፡ ከመቀበልና ፡ ከምእመናን ፡
አንድነት ፡ አይክልክላቸው ፡ ከመቅደሰ ፡ አገ
ልግሎት ፡ ይከልክላቸው ፡ እንጂ ፡

፩ሺ፯፻፵፭ ወለእለ ፡ ተርፋሰ ፡ ካህናት ፡ ወመንኮሳት ፡
ወእንዘውያን ፡ ለእሙ ፡ አበሱ ፡ በእምሳለ ፡
ዝንቱ ፡ አበሳ ፡ ይፋትሑ ፡ ሳዕሌሆሙ ፡ ሊቀ ፡
ምኒት ፡ ወረታሑ ፡ ዘከመ ፡ ይደሉ ፡ ለንሰሓ
ሆሙ ፡ ባሕቱ ፡ አይክብዱ ፡ በሙ ፡ ክበደ ፡
ንሰሓ ፡ ጽንቦ ፡ ዘመ ፡ አይትጎጥሉ ፡ ወአይትጎ
ደጉ ፡ ካዕበ ፡ ወአይትጎወርግሙ ፡ ከመ ፡ አይ
ግብእ ፡ ውስተ ፡ ቀደኦሙ ፡ ወኃጢአቶሙ ፡
ወአይትመክቦብ ፡ ኅጉሎሙ ፡ ወዘእበዩ ፡ ዘንተ
ትእዛዘ ፡ ሲኖዶስ ፡ ታወግዞ ፡

፩ሺ፯፻፵፮ የቀሩት ፡ ካህናትና ፡ መንኮሳት ፡ ሕዝባውያ
ንም ፡ ይህን ፡ በመሰለ ፡ በደል ፡ ቢበድሉ ፡ አበ
ምኔቱና ፡ ዳኛ ፡ ለንሰሓቸው ፡ እንደሚገባ ፡
ይፍረዱባቸው ፡ ነገር ፡ ግን ፡ እንደይጎዱ ፡ ዳግመ
ኛም ፡ እንዳይተዉ ፡ ቀናናውን ፡ ዕኑ ፡ አድርገው
አያክብዱባቸው ፡ ወደቀደመ ፡ ጥፋታቸውና ፡
ኃጢአታቸው ፡ እንዳይመለሱ ፡ ችል ፡ አይበ
ሏቸው ፡ ጥፋታቸውም ፡ ዕዕፍ ፡ ድርብ ፡ እን
ዳይሆን ፡ ይህን ፡ ትእዛዝ ፡ አልቀበልም ፡ ያለ
ውንም ፡ ሲኖዶስ ፡ ታወግዘዋለች ፡ (ትለየዋ
ለች) ፡

፩ሺ፯፻፵፯ ዳግም ፡ በእንቱ ፡ እለ ፡ ተርፋ ፡ ምእመናን ፡
ኒቅያ ፡ ዘጭወቱ ፡ እመቦ ፡ ብእሲ ፡ ምእመን ፡
ዘይተሉ ፡ ብእሲት ፡ እንቱ ፡ ኢተእምን ፡ አው ፡
ዘእሲት ፡ ማእምንት ፡ ዘትተሉ ፡ ብእሲ ፡ ዘአይ

፩ሺ፯፻፵፯ ዑለተኛው ፡ ሰለቀሩት ፡ ምእመናን ፡ ይናገ
ራል ፡ ኒቅያ ፡ ጭፀ ፡ ያላመነችውን ፡ ሴት ፡ የሚ
ከተል ፡ እማኒ ፡ ወንድ ፡ ቢኖር ፡ ወይም ፡ እንዱ ፡
ለአንዱ ፡ ከሃይማኖት ፡ ለመውጣት ፡ ምክን

አንቀጽ ፡ ፵፭ ።

ሰለ ፡ ዘመታ ፡ ቅጣት ።

አምን ፡ በምክንያተ ፡ ዝመታ ፡ ክመ ፡ ይኩን ፡
 እሓዱ ፡ ለካልእ ፡ ምክንያተ ፡ ወዓለ እምሃይ
 ማኖት ፡ ንስሓዮም ፡ ክመ ፡ ይኩን ፡ ተዋም ፡
 በአንቀጽ ፡ ቤተ ፡ ክርስቲያን ፡ ትተ ፡ ዓመተ ፡
 በለበሰ ፡ ሠቅ ፡ ወንጌሪ ፡ ሐመድ ፡ ወእምድ
 ኅረ ፡ ዝ ፡ ይባእ ፡ ወስተ ፡ ቤተ ፡ ክርስቲያን ፡
 በባሕቲቶም ፡ ተፈሊጦም ፡ ፈይ ፡ ዓመተ ፡
 ወአይሳተፍም ፡ ሰብእ ፡ ቤተ ፡ ክርስቲያን ፡
 በእማኝ ፡ ወቅርባን ፡ ወእምድኅረ ፡ ፍጻሜ ፡
 ዓመት ፡ ይባርክ ፡ ቀስሰ ፡ ላዕለ ፡ ማይ ፡ ወዘ
 ይት ፡ ወካልእ ፡ እምልማድ ፡ ጥምቀት ፡ እንበለ ፡
 ቅብሰ ፡ ማሪን ፡ አላ ፡ ከመ ፡ ልማድ ፡ ዙሪኤ ፡
 በላዕለ ፡ ማይ ፡ ወቅብዕ ፡ በእንተ ፡ ድወያን ፡
 ወእምድ ፡ ይንግእ ፡ ካዘን ፡ እምድራይ ፡ ማይ ፡
 ወደንዛን ፡ ላዕሌዮም ፡ ወእምድ ፡ እንዘ ፡
 ይትእመኑ ፡ ወዮኅድጉ ፡ ኃጢአቶም ፡ ወደትን
 ደግ ፡ ሎሙ ፡ በእሎት ፡ ወእምድኅረዝ ፡ የሀብ
 ምሙ ፡ እምቅርባን ፡ ወዘተዕይወ ፡ ዘኖተ ፡ ትእ
 ዛዘ ፡ ሲኖዶስ ፡ ያወግዞ ።

ያት ፡ ይሆን ፡ ዘንድ ፡ በዘመታ ፡ ምክንያት ፡
 ያላመን ፡ ወንድን ፡ የምትክተል ፡ እማኒት ፡
 ሴት ፡ ብትኖር ፡ ንስሓቸው ፡ ምስት ፡ ዓመት ፡
 ማት ፡ በመልበስና ፡ እመድ ፡ በመነስነስ ፡ በአ
 ንቀጽ ፡ ቤተ ፡ ክርስቲያን ፡ መቆም ፡ ይሆን ፡
 ዘንድ ፡ ነው ፡ ከዚህም ፡ በኋላ ፡ እንድ ፡ ዓመት ፡
 ብቻቸውን ፡ ተለይተው ፡ ወይ ፡ ቤተ ፡ ክር
 ስቲያን ፡ ይግቡ ፡ የቤተ ፡ ክርስቲያን ፡ ሰም
 ቸም ፡ እጅ ፡ በመነማትና ፡ በቅርባን ፡ እይና
 ንቅቸው ፡ ዓመቲም ፡ ከተፈጸመ ፡ በኋላ ፡ ያለሜ
 ሮን ፡ ከጥምቀት ፡ ልማድ ፡ ልዩ ፡ በሆነ ፡ በውሃና ፡
 በዘይት ፡ ላይ ፡ ቁሱ ፡ ይባርክ ፡ ስለድወያን ፡
 በውሀና ፡ በዘይት ፡ ላይ ፡ እንደሚደረገው ፡ ያለ
 እንደቡራኬ ፡ ልማድ ፡ ነው ፡ እንጂ ፡ ከዚህም
 በኋላ ፡ ቁሱ ፡ ከዚያ ፡ ውሀ ፡ እየታፈነ ፡ ይርጎ
 ቸው ፡ እነርሱም ፡ ኃጢአታቸውን ፡ እያመኑ
 ይተዋሉ ፡ በእሎትም ፡ ይሠራላቸዋል ፡ ከዚ
 ህም ፡ በኋላ ፡ ከቅርባን ፡ ይሰጡቸው ፡ ይህን ፡
 ትእዛዝ ፡ ያረረሰውንም ፡ ሲኖዶስ ፡ ያወግዘ
 ዋል ፡ (ይለየዋል) ።

፩ሺ፯፻፵፮ ረስጠጅ ፡ ደወጀቱ ፡ ረስጠብ ፡ ጳውጊቱ ፡
 እመብ ፡ ሕዝባዊ ፡ ዘንግእ ፡ ለድንግል ፡ ዘእሓ
 ፀዩ ፡ ሎቱ ፡ ወተንየለ ፡ ላዕሌሃ ፡ ይትፈለጥ ፡
 ወእምድስብ ፡ ካልእተ ፡ ዘእንበሌሃ ፡ አላ ፡ ያው
 ስብ ፡ ከያሃ ፡ በከመ ፡ እፍቀሪ ፡ እመኒ ፡ ኮነት ፡
 ሕግምቲ ፡ አው ፡ ነጻይቲ ።

፩ሺ፯፻፵፮ ረስጠጅ ፡ ጅጃ ፡ ረስጠብ ፡ ጳውጊ ፡ ያላጨለትን
 ልጃኅረድ ፡ የነጠቀ ፡ ሕዝባዊ ፡ ቢኖር ፡ ቢደፋ
 ፈራትም ፡ ይሰይ ፡ ከእርሱዋም ፡ በቀር ፡ ሌላ ፡
 አያግባ ፡ መልክ ፡ ክፋም ፡ ብትሆን ፡ ደጎም ፡
 ብትሆን ፡ እንደ ፡ ወደዳት ፡ እርሱዋን ፡ ያግባ ።

፩ሺ፯፻፵፱ ዕንቆራ ፡ ኀፀ ፡ ዓል ፡ ካላት ፡ ሴት ፡ ኃራ ፡
 ያመነበረ ፡ ወንድ ፡ እስከ ፡ መጨረሻ ፡ ንስሓ ፡
 ሊገባ ፡ ይገባዋል ፡ ይኸውም ፡ እስቀድመን ፡
 እንደተናገርን ፡ ኂ ፡ ዓመት ፡ ነው ።

፩ሺ፯፻፶፱ ዕንቆራ ፡ ኀፀ ፡ ዓል ፡ ካላት ፡ ሴት ፡ ኃራ ፡
 ያመነበረ ፡ ወንድ ፡ እስከ ፡ መጨረሻ ፡ ንስሓ ፡
 ሊገባ ፡ ይገባዋል ፡ ይኸውም ፡ እስቀድመን ፡
 እንደተናገርን ፡ ኂ ፡ ዓመት ፡ ነው ።

፩ሺ፯፻፶፱ በስ ፡ ኀፀ ፡ ዓል ፡ ካላት ፡ ሴት ፡ ሰለመ ፡
 ዘመወ ፡ ይቀም ፡ ፎተ ፡ ዓመተ ፡ በእፍእ ፡ ወእ
 ሙ ፡ ገብረ ፡ እምቅድሙ ፡ ያውስብ ፡ ብእሲተ ፡
 ንስሓው ፡ ኂቲ ፡ ሱባዓ ፡ ወደገሥጽም ፡ ከመ ፡
 ያውስብ ፡ ብእሲተ ፡ ወለእመ ፡ አፈቀደ ፡ አው
 ስብ ፡ ይሰይድ ፡ እስከ ፡ ያውስብ ፡ ወእመ ፡ እኮ ፡
 ይትገገሥ ፡ እምዘመታ ።

፩ሺ፯፻፶፱ በስ ፡ ኀፀ ፡ ዓል ፡ ካላት ፡ ሴት ፡ ሰለመ ፡
 ዘመወ ፡ ይቀም ፡ ፎተ ፡ ዓመተ ፡ በእፍእ ፡ ወእ
 ሙ ፡ ገብረ ፡ እምቅድሙ ፡ ያውስብ ፡ ብእሲተ ፡
 ንስሓው ፡ ኂቲ ፡ ሱባዓ ፡ ነው ፡ ማስትም ፡ እንዲያ
 ገባ ፡ ያምከሩት ፡ ማግባትንም ፡ ባይወድ ፡ እስ
 ኪያገባ ፡ ድረስ ፡ ይለይ ፡ ያም ፡ ባይሆን ፡ ከዝ
 ሙቲ ፡ ይከልከል ።

፩ሺ፯፻፶፩ ዘገወቹ ፡ ወዘሂ ፡ ዘመወት ፡ ብእሲቲ ፡
 ለእመ ፡ አያእመረ ፡ ይደልዋ ፡ ኮነኔ ፡ ንስሓ ፡
 ለባሕቲታ ፡ ወእመ ፡ አእመረ ፡ ወእራቀደ ፡
 እውዕላት ፡ ይባእ ፡ ከልክዮም ፡ ዘገወቹ ፡
 ወእመ ፡ ኮነ ፡ ካዘን ፡ ይደቅ ፡ እመካርጊዛ ፡
 ወደትገገሥ ፡ እምቅድሙ ፡ ምሥጢር ፡

፩ሺ፯፻፶፩ ኀፀ ፡ ማስቲ ፡ የሰሰነችበት ፡ ሰው ፡ ባይውቅ ፡
 ለብቻዋ ፡ የንስሓ ፡ ቅጣት ፡ ይገባታል ፡ በውቆ ፡
 ሊፈታት ፡ ባይወድ ፡ ግን ፡ ሁለቱም ፡ ይለዩ ፡
 ኀፀ ፡ ካዘን ፡ ቢሆን ፡ ከሹመቱ ፡ ይሻር ፡ ምሥጢ
 ሮንም ፡ ከመቀበል ፡ ይራቅ ፡ (ይከልከል ፡ ተጽ
 ጽቶ ፡ በፈታት ፡ ግን ፡ ከምሥጢር ፡ ይሰላት ፡

አንቀጽ ፡ ፵፮ ።

ሰለ ፡ ስሙት ፡ ትጣት ።

ወሰባ ፡ ነስሐ ፡ ወአውፅአ ፡ የዘብዎ ፡ እምሥ
ጢር ፡ ባሕቱ ፡ ኢይትመየዋ ፡ ኅበ ፡ መዓርጉ ፡
እስመ ፡ ውኦቱ ፡ ተሳተፈ ፡ ዘማዋቱ ።

ነገር ፡ ግን ፡ ወደ ፡ መዓርጉ ፡ አይመሰስ ።
አርሱ ፡ ከአመንዝራይቱ ፡ ጋራ ፡ አንድ ፡ ሁኗ
ልኖ ።

፩ሺ፯፻፶፪ ፡ ሳልሰ ፡ በእንተ ፡ ዘይዘሙ ፡ ምስለ ፡ አለ
ሕሩም ፡ አውስቦቶን ፡ በሰ ፡ ዘጽወቶቱ ፡ ወዘሂ ፡
ይዘሙ ፡ በወላቱ ፡ ብእሲቱ ፡ ይዓኦ ፡ ነወጅቱ ፡
ዓመተ ፡ ፮ተ ፡ ዓመተ ፡ አንዘ ፡ ይበኪ ፡ ወፀተ ፡
ዓመተ ፡ እንዘ ፡ ይሰምዕ ፡ ቃለ ፡ ምዕዳን ፡
ወጅቱ ፡ ዓመተ ፡ ተዋዋ ፡ ምስለ ፡ ምእመናን ።

፩ሺ፯፻፶፪ ፫ኛው ፡ ጋብቻቸው ፡ ከተከለከለ ፡ ሰዎች ፡
ጋር ፡ ስለሚሰሰን ፡ ሰው ፡ ያናገራል ። በሰ ፡ ጸዩ
በሚሰቱ ፡ ልጅ ፡ ያመነዘረ ፡ ፲፭ ፡ ዓመት ፡ ይለ
ይ ። ፮ ፡ ዓመት ፡ አያለቀሰ ፡ ፬ ፡ ዓመት ፡ ቃለ
ምዕዳን ፡ አየሰማ ፡ ፭ ፡ ዓመት ፡ ከምእመናን
ጋር ፡ ቆሞ ።

፩ሺ፯፻፶፫ ፡ ዘጽወቶቱ ፡ ወዘይዘሙ ፡ በእንተ ፡ ብእሲቱ ፡
ይዓኦ ፡ ነወጅቱ ፡ ዓመተ ፡ ወከማሁ ፡ ብእሲትኒ ፡
አንተ ፡ ዘመወት ፡ በ፪ቱ ፡ አኃው ።

፩ሺ፯፻፶፫ ፳፬ ፡ በሚሰቱ ፡ አንት ፡ የሚያመነዝር ፡ ፲፪
ዓመት ፡ ይለይ ። በሁለት ፡ ወንድማማቾች ፡
ያመነዘረች ፡ ሴትም ፡ እንደዚሁ ።

፩ሺ፯፻፶፬ ፡ ዘጽወቶቱ ፡ ወዘአውስባ ፡ ፪ተ ፡ አኃተ ፡
ከማሁ ፡ ብእሲትኒ ፡ ዘትትመሰብ ፡ ለ፪ቱ ፡ አኃው
ይትፈለጡ ፡ ወይኩኑ ፡ ታሕተ ፡ ሥታዩ ፡ ነስሐ ፡
ወኢይሳተፍዎሙ ፡ አምሳኝ ፡ ዘለዉ ፡ በዝንቱ ።

፩ሺ፯፻፶፬ ፳፭ ፡ ሁለት ፡ እትማማቾችን ፡ ያገባ ፡ አንድ
ዚሁም ፡ ሁለት ፡ ወንድማማቾችን ፡ ያገባች ፡
ሴት ፡ ይለዩ ። በፅኑ ፡ ቀኖናም ፡ ይቀጡ ። በዚህ ፡
ሳሉም ፡ አይገናኝዋቸው ።

፩ሺ፯፻፶፭ ፡ ራብዕ ፡ በሰ ፡ ዘነወጅቱ ፡ አመ ፡ ራታደት ፡ ብእ
ሲት ፡ ዘማዋት ፡ ከመ ፡ ትንሲኦ ፡ ትወልዮ ፡
አልባሲሃ ፡ ወታሰስል ፡ ሠርጉ ፡ ዝሙታ ፡ ወት
ቁም ፡ ዓመተ ፡ ፍጹመ ፡ እንዘ ፡ ይምዕድዋ ፡
ውስተ ፡ አንቀጽ ፡ አምቅድመ ፡ ትደለው ፡ ለተ
ሳትሮ ፡ ምስለ ፡ መርዓተ ፡ ክርስቶስ ። ወአምድ
ኅረ ፡ ዝንቱ ፡ ትቁም ፡ ካዕዘ ፡ ፳ተ ፡ አውራኅ ፡
እንዘ ፡ ትሰምዕ ፡ ቃላተ ፡ ወትወፅኦ ፡ ምስለ ፡
ንኡስ ፡ ክርስቲያን ፡ ወፀተ ፡ አውራኅ ፡ ቀዋማ ፡
ምስለ ፡ ምእመናት ፡ ወአምድኅረ ፡ ፍጹሚ ፡
ዓመት ፡ ትትመጠው ፡ አምሥጢር ፡ ቅዱስ ።
ወለእመስ ፡ ኮነት ፡ ዘኢተጠምቀት ፡ ወፈተ
ወት ፡ ከመ ፡ ትንሲኦ ፡ እምዝሙታ ፡ ይገሥጽዋ ፡
፵ ፡ መዋዕለ ፡ ወይትሐበይዋ ፡ ወትጠመቅ ።

፩ሺ፯፻፶፭ ፬፻ ፡ በሰ ፡ ፲፭ ፡ አመንዝራ ፡ ሴት ፡ ልት
መለስ ፡ ብትወድ ፡ የዝሙት ፡ ገጢን ፡ ጥላ ፡
ልብሱዋን ፡ ትለውዋ ። ከክርስቶስ ፡ መንጋዎ
ችም ፡ ጋራ ፡ አንድ ፡ ለመሆን ፡ ከመብቃቷ ፡
በፊት ፡ እየመከሯት ፡ አንድ ፡ ዓመት ፡ በአፍኦ ፡
ትቁም ። ከዚህም ፡ በኋላ ፡ ምዕዳን ፡ ሰምታ ፡
ከንኡስ ፡ ክርስቲያን ፡ ጋር ፡ አየወጣች ፡ ፳ ፡
ወር ፡ ትቆይ ። ፬ ፡ ወርም ፡ ከምእመናት ፡ ሴቶች
ጋራ ፡ እየቆመች ፡ ቆይታ ፡ ከአንድ ፡ ዓመት ፡
በኋላ ፡ ከቅዱስ ፡ ቁርባን ፡ ትቀበል ። ያልተጠ
መቀች ፡ ብትሆን ፡ ግን ፡ ከዝሙትዋም ፡ ልት
መለስ ፡ ብትወድ ፡ ፵ ፡ ቀን ፡ ይምከርዋት ።
ያስተምርዋትናም ፡ ትጠመቅ ።

፩ሺ፯፻፶፮ ፡ ሥርዋጽ ፡ ሕገ ፡ ገሞራውያን ፡ ይንበሩ ፡
በነሱ ፡ ሕይወቶሙ ፡ ምስለ ፡ መስተብዳዕያን ።

፩ሺ፯፻፶፮ ሥርዋጽ ። ግብረ ፡ ሰዶም ፡ የሚሠሩ ፡ ሰዎች ፡
በዘመናቸው ፡ ሁሉ ፡ ከአማላጆች ፡ ጋራ ፡ ይኑሩ

፩ሺ፯፻፶፯ ፡ ኃምስ ፡ ዕንቆራ ፡ ዘነወጅቱ ፡ ወዘይዘሙ ፡
በእንስሳ ፡ ወነሱ ፡ ዘይገብር ፡ ኃጢአተ ፡
ቅድመ ፡ ይብጸኦ ፡ ኅበ ፡ ፳ ፡ ዓመት ፡ ሰበ ፡
ነበሩ ፡ ነወጅቱ ፡ ዓመተ ፡ አንዘ ፡ ይትጌሠጹ ፡
ይሳተፍዎሙ ፡ በጸሎት ፡ አምድኅረ ፡ ፲ወጅቱ ፡
ዓመት ፡ ወይትመጠው ፡ አምሥጢር ፡ ቅዱስ ፡
አምድኅረ ፡ ሐተቱ ፡ ግብርሙ ።

፩ሺ፯፻፶፯ ፳፻ ፡ ዕንቆራ ፡ ፲፭ ፡ በእንስሳ ፡ የሚያመነ
ዝር ፡ ፳ ፡ ዓመት ፡ ከመሙላቱ ፡ አስቀድሞ ፡
ኃጢአት ፡ የሠራ ፡ ሁሉም ፡ ፲፭ ፡ ዓመት ፡ ሲመ
ከሩ ፡ ቆይተው ፡ ከ፲፭ ፡ ዓመት ፡ በኋላ ፡ በጸሎት
ይገናኝዋቸው ። ሥራቸውንም ፡ ከመረመሩ ፡
በኋላ ፡ ከቅዱስ ፡ ቅርባን ፡ ይቀበሉ ።

፩ሺ፯፻፶፰ ፡ ሳድስ ፡ ረስጠጅ ፡ ፵ወህቱ ፡ ዘይበልፅ ፡
ምስለ ፡ ዘማውያን ፡ ይትገኝሥ ፡ ወአመኦከ ፡
ይሰደድ ።

፩ሺ፯፻፶፰ ፳፻ ፡ ረስጠጅ ። ፵፱ ። ከአመንዝሮች ፡ ጋራ ፡
የሚበላ ፡ ይከልከል ። ያለዚያም ፡ ይለይ ።

አንቀጽ : ፵፱ ።

ሰለ : ሌቦች : ትጣት ።

፩ሺ፯፻፷፱ ጠሰ : ወጣቱ : አለፈ : ያንድሎ : መርዳታ : ዘሊኔን : ሎሙ : በቀዳሚ : ጊዜ : ያዝብ ጥምጥም : ወበዳግም : ያሰድድምጥ : ወበግልሰ : ያም ትሩ : እደዋጥጥጥ : ወመርዳት : ያግባእ : ንዘ : እግዚአሎም ።

፩ሺ፯፻፷፱ ጠሰ : ፴፱ ። የእነርሱ : ያልሆነውን : መንጋ የሚነዱትን : ሰዎች : በመጀመሪያ : ጊዜ : ያግ ረፋዎቻቸው ። በሁለተኛውም : ጊዜ : ያባርሯቸው ። በሦስተኛው : እጃቸውን : ያቀረጡዋቸው : መንጋውም : ወደገታው : ይመለሱ ።

፩ሺ፯፻፷፭ ግልሰ : ጠሰ : ዘጠጠቅቱ : ወዘያክውን : መካኘን : ረያት : ቀታሊ : ትትመተር : እደሙ : ወእደው : እለ : ያረድእም ። ወለእለፈ : ያሰርቱ : እምትዕደንት : እመ : ኮን : ዘሰረቅም : እምን ዋየ : ሐቅል : ዛከቲቲ : ያዝብጥምጥም : ዝብጠተ : ማሕመሚ : ወእመሰ : ኮን : እምእንሰሳ : ያምትሩ : እደዋጥጥጥ ። ወእለፈ : ያሰርቱ : እም ባገር : ፩ደ : ጊዜ : እመ : ኮን : አብዕልተ : ወእ ግግዘያን : ያፍድድድ : ካዕዘተ : ለእግዚአ : ንዋዩ : እመሰ : ኮን : ነዳያን : ያዝብጥምጥም : ወደሰድድምጥ : እመሰ : ያገመ : ሰራተ : ያም ትሩ : እደዋጥጥጥ ።

፩ሺ፯፻፷፭ ፲፮ : ጠሰ : ፴፱ ። ነፍሰ : ገዳዩ : የሆነ : የሽፍቶች : አሰቃ : እጃ : ትቁረጥ ። የሚረዱትም : ሰዎች : እጆች ። ከከተማ : የሚሰርቁ : ሰዎች : የሰረቁት : ከጦር : መሣሪያ : ወገን : ብቻ : ቢሆን : ጽኑ : ግርፋት : ያግረፏቸው ። ከእንሰሳ : ወገን : ቢሆን : ግን : እጃቸውን : ያቀሩ ጧቸው ። ከጠገርም : (ከገጠርም) : ፩ : ጊዜ : የሰረቁ : ሰዎች : ባለጸጎችና : ራሳቸውን : የቻሉ : ቢሆኑ : ለባለ : ገንዘቡ : በአጠፊታ : ያክፈሉ : ድሆች : ቢሆኑ : ግን : ገርፈው : ያሰደዱቸው ። ያግመው : ቢሰርቁ : ግን : እጃቸውን : ያቀሩ ጧቸው ።

፩ሺ፯፻፷፮ መጅ : የ፲፱፻፳፮ : ወሰረቅተ : ሌሊትኒ : እለ : ያመጽኦ : ንዘ : ቤት : ምሰለ : ንዋየ : ሐቅል ። ወሰረቅተ : መዓልትኒ : መደንግዳን : ወእለ : ያራትሐ : አሕሳስ : ወእለ : ያሰብሩ : ቀላፋተ : ያትገሙጼ : እምእዘማዲያጥጥጥ : ወደፍድድድ : ንዋየ ።

፩ሺ፯፻፷፮ መጅ : የ፲፱፻፳፮ ። የጦር : መሣሪያ : ያዘው : ወደቤት : የሚመጡ : የሌሊት : ሌቦችም : ሞት : ያገባቸዋል ። የሚያስደነግጡ : የቀን : ሌቦችም : ልባብ : የሚያወልቁ : ቁልፍም : የሚሰብሩ : በዘመዶቻቸው : ይመከሩ ። ገንዘቡንም : ያክፈሉ ።

፩ሺ፯፻፷፯ ዘየጽወዌቱ : ወእለ : ያከርዌ : አብያተ : እሰመ : ሕግን : ትኡዝዝ : ነጥኔ : ላዕሊጥጥጥ : እመሚ : በሞት : አው : በተሰዶ : አው : በነግሊኦ : ንዋየ ።

፩ሺ፯፻፷፯ የጽጂ ። ቤት : የሚምሱ : ሰዎችም : በሞት : ወደም : በሰደት : ወደም : ገንዘብ : በመክፈልም ቢሆን : ሕጎችን : በእነርሱ : ላይ : ቅጣትን : ታዝዛለች : እኮን ።

፩ሺ፯፻፷፰ ራብዕ : መጅ : ጽወጽዬ : ወዘአሰሐቶ : ወጊወ : ለገብር : ዘሊኔን : ሎቲ : ወሰወሮ : ያግብእ : ንዘ : እግዚአ : አው : ግጠ : ዘአዑ : አው : እምሳሊሀኒ ።

፩ሺ፯፻፷፰ ፩፻ : መጅ ። ገንዘቡ : ያልሆነውን : ባሪያ : አባብሎ : የሸጠው : የደበቀውም : ወደጌታው : ይመልሰው ። ወደም : ዋጋውን : ወደም : መሰሉን : ይመልሱ ።

፩ሺ፯፻፷፱ ጠሰ : ፴፱ ። የሌባ : ባሪያ : ጌታ : በተከሰሰ ቦት : የሰረቀውን : ሰለእርሱ : ያክፈል (ሊከፍል) : ባደወድም : ለዘለዓለም : ባሪያ : ያላየነው : ዘንድ : የራሱን : ባሪያ : ገንዘቡ : ስተሰረቀበት : ሰው : ያሰጠው ። የተሰረቀውን : ገንዘብ : ማናቸውንም : ከባሪያው : እጅ : የተቀበለ : በደነቱን : ፬ : ዕዕፍ : እድርን : ያክፈል ። ከጌታው : የኮበለለውን : ባሪያ : የተቀበለ : ሰው : እርሱን : ሌላም : እንደርሱ : ያለ : ወደም : ኻያ : ዲናር : ይመልሱ : ዘንድ : ያገባዋል ።

፩ሺ፯፻፷፱ ጠሰ : ፴፱ ። የሌባ : ባሪያ : ጌታ : በተከሰሰ ቦት : የሰረቀውን : ሰለእርሱ : ያክፈል (ሊከፍል) : ባደወድም : ለዘለዓለም : ባሪያ : ያላየነው : ዘንድ : የራሱን : ባሪያ : ገንዘቡ : ስተሰረቀበት : ሰው : ያሰጠው ። የተሰረቀውን : ገንዘብ : ማናቸውንም : ከባሪያው : እጅ : የተቀበለ : በደነቱን : ፬ : ዕዕፍ : እድርን : ያክፈል ። ከጌታው : የኮበለለውን : ባሪያ : የተቀበለ : ሰው : እርሱን : ሌላም : እንደርሱ : ያለ : ወደም : ኻያ : ዲናር : ይመልሱ : ዘንድ : ያገባዋል ።

፩ሺ፯፻፸፬ ወዘሚ : የሀደድ : ንዋየ : በጊዜ : ውዕዮተ :

፩ሺ፯፻፸፬ በእሳት : ቃጠሎ : ጊዜ : ወደም : ከፈረሰ : ቤት :

አንቀጽ : ፶ :

እሳት : አው : እምነ : ዘወድቀ : ቤት : አው :
እምሥጥራት : ባሕር : ወእለሂ : ይትሚጠው :
ዘንተ : እምነግእሁ : በጉሕሉት : ይደልዎሙ :
ይፋደዩ : ፅተ : እደ : ለዘሂድዎ : እሰከ : ዕድሜ :
ዓመት : ወሰለሙ : ተዐደው : እምዓመት : ይኩን
ምክሶቢተ :

፩ሺ፯፻፸፩ ወዘሂ : ተግዮጠ : ገብረ : ግዑዘ : እንዘ : የእምር
ወሜጦ : አው : ወሀቦ : ለካልእ : አው : ለት
ልወተ : እንሰት : አው : ለጸባሕት : ወእም
ከመ : ተከሥተ : በላዕሌሁ : ፩ዱ : እምእሉ :
ግብራት : ይምትፋ : እደሁ :

፩ሺ፯፻፸፪ ኃምስ : ወእለሂ : ይንሥእ : አልባሰ : ምወ
ታን : እምውሰተ : መቀብረሆሙ : ይምትፋ :
አደዋይሆሙ : ወባሕተ : ከልእ : ሕግ : መቲረ :
ፆተ : አእዳው : ወእእጋር : ግብረ :

፩ሺ፯፻፸፫ ወዳግግዊኒ : መንፈሳዊ : ረሰጠጅ : ዘጅወቅተ :
ረሰጠብ : ፶ : እመቦ : ካህን : አው : ሕዝባዊ :
ዘሰረተ : እምቤተ : ክርስቲያን : ቅብእ : አው :
ሰምእ : ይሰደድ : ወያግብእ : ዘንሥእ : ራተ :
እደ : ምክሶቢተ :

ሰለ : ሰካር : ሰለ : ልዩ : ልዩ : ኃጢአቶች :

ወይም : በባሕር : መስጠም : ጊዜ : ገንዘብ :
የሚቀጣ : ከነጣቂውም : ይህን : በተንኮል :
የሚቀበሉ : ሰዎች : የተቀበሉትን : ገንዘብ :
እሰከ : አንድ : ዓመት : ድረስ : እራት : ዕጥፍ :
አድርገው : ሊከፍሉ : ይገባቸዋል : ከአንድ :
ዓመትም : በያልፍ : ስምንት : ዕጥፍ : ይሁን :

፩ሺ፯፻፸፩ ነፃ : የወጣውን : ባሪያ : እያወቀ : የዝ :
የሸጠውም : ወይም : ለሌላ : ሰው : ወይም :
ሰሴቶች : ትልወት : ወይም : ሰግብር : እሳልፎ :
የሰጠ : ከአንዚህ : ሥራዎች : አንዱ : በእርሱ :
ሳይ : ከተገለጸ : እጁን : ይቁረጡት :

፩ሺ፯፻፸፪ እምስተኛ : ከመቃብራቸው : ውስጥ : አው
ጥተው : የሙታንን : ልብስ : የሚወስዱ :
ሰዎች : እጆቻቸውን : ይቁረጡ : ነገር : ግን :
፪ : እጅንና : ፪ : እግርን : በአንድነት : መቁረ
ጥን : ሕግ : ከልክሏል :

፩ሺ፯፻፸፫ ሁለተኛው : መንፈሳዊ : ነው : ረሰጠጅ :
ጅዞ : ረሰጠብ : ፶ : ካህን : ወይም : ሕዝባዊ :
ከቤተ : ክርስቲያን : ዘይት : ወይም : ሰም :
የሰረቀ : በኖር : ይለይ : የወሰደውንም : እም
ሰት : ዕጥፍ : እድርገ : ይመልሱ :

አንቀጽ : ፶ :

በእንተ : ሰካር : ወርዴ : ወወልድ : ዐላዊ :
ወበእንተ : ውዴት : ውጉ ልቄ : ኃጣውእ :

፩ሺ፯፻፸፬ ቀዳሚ : በእንተ : ሰካር : ይቤ : እግዚእን :
በወንጌል : “ዑቱ : ወተዓቀቡ : እምሰካር” :
ወይቤ : ከመ : ይትኳንን : ዘይብልዕ : ወይሰቲ :
ምስለ : ሰካርያን : ነበ : ሀሎ : ብካይ : ወሐቅየ :
ሰንን : ወዳውሎሰኒ : በውሰተ : መልእክቱ :
ለሰብእ : ቆሮንቶስ : ይቤ : “ከመ : ነሎሙ :
ሰካርያን : ወተታልያን : ወዘማውያን : እመ
ነቱ : አይወርስዋ : ለመንግሥተኒ እግዚአብ
ሔር : ወክልእ : እምትደምሮቶሙ : ወእም
በሊዕ : ምስሌሆሙ : ወእሳይያስኒ : ነቢይ :
ይሁዐሙ : ወይሉ : ለሰካርያን : ወይቤ : “አሌ :
ሎሙ : ለእለ : ይገድሱ : ወየሐውሩ : ነበ : ሰቲ
ዘያሰካር : ወይነብሩ : ለሰቅየ : ወይን : በተው
ኔት : ወበማኅሉት : እሰከ : ይመሰ : ወሰሎም
ንኒ : ጠቢብ : ወዘብ : ወይሉ : ውነዘን : ወመቅ

አንቀጽ : ፶ :

ሰለ : ሰካር : ሰለእራጣ : ሰለ : ዐመፀኛ : ልጅም :
ሰለ : ነገር : ሥራ : ሰለ : ኃጢአትም : ተጥር :
ይናገራል :

፩ሺ፯፻፸፬ መጀመሪያ : ሰለሰካር : ይናገራል = ጌታችን :
በወንጌል : ከሰካር : እንድትጠበቁ : ዕውቁ : እሰ :
(ሉቃ : ፳፩ : ፵፱) : ከሰካር ሞቶች : ጋራ : የሚበላና
የሚጠጣ : ሰውም : ልቅሶ : ጥርስ : ግፋጨት :
ባለበት : እንዲቀጣ : ተናገረ = (ግቴ : ፳፱ :
፵፯ - ፶፩) : ዳውሎስም : ለቆሮንቶስ : ሰዎች :
በጻፈው : መልእክቱ : ሰካር ሞቶች : ነፍስ : ገዳ
ዮች : እመንገራዎች : እሊህ : ሁሉ : የእግዚአብ
ሔርን : መንግሥት : እንዳይወርሱ : ተናገረ = ከእ
ንድነታቸውና : ከእነርሱ ጋር : ከመብላትም :
ከልክላል = (፩ : ቆሮ : ፮ : ፶) : ነቢይ : እሳይያ
ሰም : ወደሚያስከር : መጠጥ : ገሥግሙ :
የሚሔዱ : በዘፈንና : በሥዋታ : ወይን : ለመ
ጠጣት : እሰከሙሽ : ድረስ : የሚቀመጡ : ወዮ
ላቸው : ብሎ : ለሰካር ሞቶች : ልቅሶን : ሰጥቷቸ

ሠፍተ ፡ ወኮሎ ፡ ምንዳቢያተ ፡ ለአለ ፡ ያዘ
ልፋ ፡ ሰካረ ፡ ወይቤ ፡ “ኢትኩን ፡ ሰካራ ፡
አሰመ ፡ አንተ ፡ ለአመ ፡ አውተርከ ፡ ዓይነከ ፡
ኅበ ፡ እሱተሐይጾ ፡ ጽዋዓት ፡ ወፍያላት ፡ ተሐ
ውር ፡ ዕራቀከ ፡ እሰመ ፡ ደኃሪታ ፡ ሰሰካር ፡
የአኪ ፡ እምንሰከተ ፡ ከይሱ” ፡ ወይቤ ፡ እሰመ ፡
ሰካር ፡ ደፌንመከ ፡ ኅበ ፡ ዝሙት ፡ ወዝሙትኒ ፡
ይወስይከ ፡ ኅበ ፡ ኃኑል ፡

፩ሺ፯፻፸፮ ወናው ፡ ዘከሩ ፡ በእንቀጻ ፡ ካዘናት ፡ ከመ ፡
ይይሉ ፡ በእንቀጻው ፡ ተግግጾ ፡ ነኑኔ ፡ መን
ፈሳዊ ፡ ወዮሐንሰ ፡ አፈ ፡ ወርቅ ፡ ሰመዮ ፡
ሰሰካር ፡ ዕበይ ፡ ፈቃዳዊ ፡ ወእዝልፎ ፡
ሰካር ፡ ይከውን ፡ ፍኖተ ፡ ለኮሎ ፡ ምክንያተ ፡
ኃሊኦት ፡ ወምንናት ፡ ወአዝልፎተ ፡ ሰካርሰ ፡
ለከመ ፡ ተግግረ ፡ ወሰተ ፡ መጻሕፍተ ፡ ጠቢ
ባን ፡ ያመጽኦ ፡ ነቀዮቃጠ ፡ ወጥፍኦተ ፡ ልብ ፡
ወከብሰ ፡ ወምተ ፡ ግብት ፡ ወረዘንተ ፡ ወውዕ
የተ ፡ ወቀሳሰ ፡ አግቡት ፡ ወሕበጠ ፡ ናላ ፡
ወሰእነተ ፡ ነቢብ ፡ ወወዲቀ ፡ አመካን ፡ ልዑል ፡
ወተወርዖ ፡ ወሰተ ፡ ዓዘቅት ፡ ዕሙት ፡ ወው
ሰተ ፡ መካን ፡ ክሩይ ፡

፩ሺ፯፻፸፮ ወሰትዮ ፡ ወይንሰ ፡ በኅዳዮ ፡ በምክንያተ ፡
ፈውሰ ፡ ናቡ ፡ አዘዎ ፡ ጳውሎስ ፡ ለጢሞቴዎስ ፡
ረድኦ ፡ እንዘ ፡ ይብል ፡ “ኅዳጠ ፡ ወይን ፡ ቶስሐ
በእንቀጻ ፡ ይዌከ ፡ ዘዘልፍ” ፡

፩ሺ፯፻፸፮ ወበቀኖናትግ ፡ ይቤሉ ፡ ሐዋርያት ፡ ረስጣ ፡
፸ ፡ ኅያል ፡ ወመዐትም ፡ እይሰተይ ፡ ወይን ፡
ከመ ፡ አይርሰዓ ፡ ለዮቡብ ፡ ወአይትከሠሎ ፡
ከመ ፡ ይፍታሕ ፡ በርታዕ ፡ ወዘንባሰ ፡ ዘንተ ፡
አኮ ፡ ንሕን ፡ ዘክሰልኦመ ፡ ከመ ፡ አይሰተዩ ፡
ወይን ፡ ለግሙራ ፡ እሰመ ፡ አንክል ፡ ከመ ፡
ንመንን ፡ ዘፈጠረ ፡ እግዚአብሔር ፡ ለቅፍሥ
ሕተ ፡ ሰብእ ፡ እላ ፡ ንቤ ፡ ከመ ፡ አይሰተዩ ፡
ብዙኅ ፡ ወአይሰክፍ ፡ እሰመ ፡ አይቤሉ ፡ መጻ
ሕፍት ፡ አይሰተዩ ፡ ወይን ፡ አላ ፡ ይቤሉ ፡ አይሰ
ተዩ ፡ ወይን ፡ ለሰካር ፡ ወዘንተ ፡ ንቤሎሙ ፡
ለካዘናት ፡ ወለመጣሐውያን ፡ ኅቡራ ፡

፩ሺ፯፻፸፮ ዳግም ፡ በእንቀጻ ፡ ርዴ ፡ በሕግ ፡ ተዳግሞ ፡
ከልኦ ፡ እግዚአብሔር ፡ እምንግኦ ፡ ርዴ ፡ ወዘ
ሕግሰ ፡ ዳግሞ ፡ አዘዘ ፡ ከመ ፡ ይሰቅሐ ፡ ወአ

ሰዕ ፡ ሰካርና ፡ ሰለ ፡ ልዩ ፡ ልዩ ፡ ኃሊኦት ፡
ዋል ፡ (ኢላ ፡ ፭ ፡ ፲፩ - ፲፫) ፡ ብልሁ ፡ ሰሎሞ
ንም ፡ ልቅሶና ፡ ኅዘንን ፡ መቅሠፍትን ፡ መከራ
ዎችንም ፡ ሁሉ ፡ ሰካርን ፡ ለሚያዘውትሩ ፡ ሰጠ ፡
እንዲህም ፡ አለ ፡ ሰካርም ፡ አትቡን ፡ ጽዋዎችንና
ኩባያዎችን ፡ ወደመመልከት ፡ ዓይንህን ፡ ብታ
ዘውትር ፡ ዕራቀትህን ፡ ትሃዳለህና ፡ የሰካር ፡
ፍጻሜዋ ፡ በእባብ ፡ ከመነከስ ፡ የሚከፋ ፡ ሰለ
ሆነ ፡ እንዲህም ፡ አለ ፡ ሰካር ፡ ወደዝሙት ፡
ይወስድሀል ፡ ዝሙትም ፡ ወደጥፋት ፡ ይወስድ
ሀል ፡ አኮ ፡ (ምላ ፡ ፳፫ ፡ ፳፱ - ፴፮) ፡

፩ሺ፯፻፸፮ በእንቀጻ ፡ ካዘናትም ፡ ሰለእርሱ ፡ መንፈሳዊ ፡
ቅጣት ፡ እንዲገባ ፡ እነሆ ፡ ተናገሩ ፡ (ፍ ፡ ፯ ፡
፫፻፳፱) ፡ ዮሐንስ ፡ አፈ ፡ ወርቅም ፡ ሰካርን ፡
የፈቃድ ፡ ዕብይት ፡ ይለዋል ፡ ሰካርን ፡ ማዘው
ተርም ፡ ለኃሊኦትና ፡ ለተናቀው ፡ ነገር ፡ ሁሉ ፡
ምክንያት ፡ ይሆናል ፡ ሰካርን ፡ ማዘውተርሰ ፡
በፈላሰፎች ፡ መጽሐፍ ፡ አንደተነገረ ፡ መንቀጥ
ቀጥን ፡ የልብ ፡ ጥፋትን ፡ ሳንባ ፡ በሽታን ፡ በድ
ንገት ፡ መሞትን ፡ ተቅማጥን ፡ መቃጠልን ፡ የእ
ንጀት ፡ ድርቀትን ፡ (ቀሳስልን) ፡ የናላ ፡ ማብጥን ፡
ለመናገር ፡ አሰመኛልን ፡ ከፍ ፡ ካለ ፡ ቢታ ፡
መውደቅን ፡ ከጥልቅ ፡ ጉድጓድና ፡ ከተቆፈረ ፡
ጉድጓድ ፡ መውደቅንም ፡ ያመጣል ፡

፩ሺ፯፻፸፮ በድንገት ፡ ምክንያት ፡ በመጠኑ ፡ ወይን ፡
መጠጣትንሰ ፡ እነሆ ፡ ጳውሎስ ፡ ይቀ ፡ መዝ
ሙሩ ፡ ጢሞቴዎስን ፡ ሰለ ፡ ዘውትር ፡ ይዌህ ፡
ጥቂት ፡ ወይን ፡ ጨምር ፡ ብሎ ፡ አዝዞታል ፡
(፩ ፡ ጢሞ ፡ ፭ ፡ ፳፫) ፡

፩ሺ፯፻፸፮ ሐዋርያትም ፡ በመጻሕፍት ፡ እንዲህ ፡ አሉ ፡
ረስጣ ፡ ፸ ፡ ኅያለኛና ፡ ቁጠ ፡ ሰው ፡ ጥብብን ፡
አንዳይረሳት ፡ ወይን ፡ አይጠጣ ፡ በእውነትም ፡
ሊፈርድ ፡ እይኛለውምና ፡ ይህን ፡ ማላታችን ፡
ግን ፡ ፈጽመን ፡ ወይን ፡ ከመጠጣት ፡ እኛ ፡ የም
ንከሰከላቸው ፡ አይደለንም ፡ እግዚአብሔር ፡
ሰው ፡ ሊይሰትበት ፡ የፈጠረውን ፡ ልንንት ፡ አን
ችልምና ፡ ብዙ ፡ እንዳይጠጡና ፡ እንዳይሰክፍ ፡
ተናገርን ፡ እንጂ ፡ መጻሕፍት ፡ ሰሰካር ፡ ወይን ፡
አይጠጡ ፡ እሉ ፡ እንጂ ፡ ወይን ፡ አይጠጡ ፡ አላ
ሎምና ፡ ይህንም ፡ ለካዘናትና ፡ ለምእመናን ፡
በእንድነት ፡ አንነግራቸዋለን ፡

፩ሺ፯፻፸፮ ሁለተኛው ፡ ሰለእራጣ ፡ ያናገራል ፡ እግዚ
አብሔር ፡ በመጀመሪያው ፡ ሕግ ፡ አራጣን ፡
ከሰከለ ፡ (ዘፀ ፡ ፳፪ ፡ ፳፭) ፡ በሁለተኛው ፡ ሕግ ፡

አንቀጽ፡ ፶፱

ይታረዳሉ። ወናሁ፡ ተነግረ፡ በቀሮናት፡ ከመ፡
ይናድጉ፡ ኪያሁ፡ ወየሀቡ፡ ንሱሐ፡ በእንቲአ
አሁ። ረስጠጅ፡ ፃፃወ ጁቱ፡ እመቤ፡ እምካህ
ናት፡ ፩ዱ፡ ወሕዝባውያን፡ ዘነሥእ፡ ምንቲኒ፡
እምርዲ፡ ለያናድግ፡ ወእመ፡ እኮሰ፡ ለያሠ
ዐር።

፩ሺ፯፻፸፱ ዘኒቅያ፡ በተፍጻሚቱ፡ ኢትኩን፡ መአብሰ፡
በቅድመ፡ እግዚአብሔር፡ ሶበ፡ ትራቅድ፡
ነሢአ፡ ርዲ፡ እምኦኑክ፡ ወለእመ፡ ብክ፡ ፍሬ
ያት፡ አው፡ ወርቅ፡ ወኢትፍቅድ፡ ነሢአ፡
ርዲ፡ እምኒሁ፡ ወሢጥኮ፡ በብዙኅ፡ ሢጥ፡ ትክ
ውን፡ ምኑነ፡ በቅድመ፡ እግዚአብሔር፡
እስመ፡ እንተ፡ ዘየንተ፡ ነሢአ፡ ርዲ፡ ነግእክ፡
፫ተ፡ አው፡ ፱ተ፡ እደ፡ ካዕበተ፡ ርዲ።

፩ሺ፯፻፹ ፲፱፡ ወብዙኅን፡ እለ፡ ያራጥኑ፡ ለነግእ፡
ክፍል፡ ዐቢይ፡ ወረሰዑ፡ ቃለ፡ ቅዱስ፡ ዘይቤ፡
“ወዘኢለቅሐ፡ ወርቆ፡ በርዲ”። ለእለሰ፡ ይነ
ሥኡ፡ ርዲ፡ ይቤሎሙ፡ ማኅበር፡ ዐቢይ፡
ለእመ፡ ተረክበ፡ ፩ዱ፡ ዘያነሥእ፡ ርዲ፡ አው፡
ዘይገብር፡ ካልእ፡ ግብረ፡ ዘከመዝ፡ አው፡ ዘይ
ሌቅሐ፡ ሥርናዮ፡ በርዲ፡ አው፡ ዘይትመክ
ነይ፡ ቦቱ፡ ተመክንዮተ፡ በእንተ፡ ነሢአ፡
ረባኅ፡ ርኩስ፡ ይትመተር፡ ወይረሰይዎ፡
ነኪረ።

፩ሺ፯፻፹፩ ራብሰ፡ በእንተ፡ ወልድ፡ ዐላዊ፡ መጅ፡
፱ቱ፡ ይስድድዎ፡ ለወልድ፡ ዐላዊ፡ እማእከለ፡
ጉባኤ፡ ወይሃእ፡ እምርስተ፡ ወላድያኒሁ፡
እስመ፡ እግዚአብሔር፡ እዘዘዘ፡ በውስተ፡
ብሊት፡ ቀትለ፡ ዘአሁ፡ በውግረተ፡ እብን።
ወሕግሰ፡ ወሢላዊት፡ ተራጎርጎት፡ ላዕሌሁ፡
ወእዘዘት፡ በዝንቱ፡ ውሳኔ። ወለእመ፡ ኮነ፡
ወልድ፡ ዐላዊ፡ ወዘየሐሥም፡ ላዕለ፡ ወላድያ
ኒሁ፡ ብዉሕ፡ ሎሙ፡ ከመ፡ ያስድድዎ፡ ሎቱ፡
ወይንግሩ፡ በቅድመ፡ መኳንንት፡ ወጉባኤ፡
ስደተ፡ ዘአሁ፡ እምወላድያናዮሙ፡ ወእምነ፡
ርስቶሙ።

፩ሺ፯፻፹፪ ራብሰ፡ በእንተ፡ ውደግ፡ መክ፡ ጀገወጅቱ፡
እመቤ፡ ዘያስተዋድዮ፡ ለቶዱ፡ በምንትኒ፡ እም
ግብር፡ ሕሠም፡ ያትም፡ ተሐባዩ፡ ከመ፡ ው

ሰዕ፡ ሰከርና፡ ሰዕ፡ ለዩ፡ ለዩ፡ ኃጢአቶች።
ግን፡ አበድረው፡ እንዳይቀበሉ፡ እዘዘ። (ሉቃ፡
፮፡ ፱)። በመጻሕፍትም፡ እርሱን፡ እንዲተዉ፡
ሰለእርሱም፡ ንሱሐ፡ እንዲሰጣቸው፡ እነሆ፡
ተነገረ። ረስጠጅ፡ ፃፃወ። ከካህናትና፡ ከሕዝባ
ውያን፡ ከአራጣ፡ ወገን፡ ምንም፡ ምን፡ የተ
ቀበለ፡ አንድ፡ ሰው፡ ቢኖር፡ ይተው። ባይ
ተው፡ ግን፡ ይሻር።

፩ሺ፯፻፸፱ ኒቅያ፡ በመጨረሻው። ከወንድምህ፡
አራጣ፡ መቀበልን፡ በወደድህ፡ ጊዜ፡ በእግዚ
አብሔር፡ ፈት፡ በደለኛ፡ አትሁን። እህል፡
ወይም፡ ወርቅ፡ ቢኖርህ፡ ከእርሱ፡ አራጣ፡ መ
ቀበልን፡ አትውደድ። በብዙ፡ ዋጋ፡ ብትሸጠ
ውም፡ በእግዚአብሔር፡ ፈት፡ የተናቅህ፡ ትሆ
ናለህ። እንተ፡ አራጣ፡ ስለመቀበል፡ ፈንታ፡
፫፡ ወይም፡ አራት፡ እጅ፡ የአራጣ፡ አጠፊታ፡
ወስደሃልና።

፩ሺ፯፻፹ ፲፮፡ ከፍ፡ ያለውን፡ ከፍል፡ ሰመውሰድ፡
የሚፋጠኑ፡ ወርቁን፡ በአራጣ፡ ያላበደረ፡ የሚ
ለውን፡ ቅዱስ፡ ቃል፡ የረሱ፡ ብዙዎች፡
ናቸው። አራጣ፡ የሚቀበሉትንስ፡ ታላቁ፡
ጉባኤ፡ አራጣ፡ የሚቀበል፡ ወይም፡ እንደዚህ፡
ያለ፡ ሌላ፡ ሥራ፡ የሚሠራ፡ ሰው፡ ወይም፡
ስንዴውን፡ በአራጣ፡ የሚያበድር፡ ሰው፡
ወይም፡ ርኩስ፡ የሆነ፡ ትርፍን፡ ለማግኘት፡
በዚህ፡ ምክንያት፡ የሚያመካኝ፡ ሰው፡ ቢገኝ፡
ይለይ። እንደ፡ ባዕድም፡ ያድርጉት፡ ብሏቸ
ዋል።

፩ሺ፯፻፹፩ ፫ኛ፡ ስለወንጀለኛ፡ (ዓመፀኛ)፡ ልጅ፡
ይናገራል። መጅ፡ ፱። ወንጀለኛውን፡ (ዓመፀ
ኛውን)፡ ልጅ፡ ከጉባኤ፡ ይለዩት። ከወላጆ
ቹም፡ ርስት፡ ይነቀል። እግዚአብሔር፡ በአ
ሪት፡ በደንጋይ፡ ተወግሮ፡ እንዲሞት፡ አዝዞ
አልና። (ዘፀ፡ ፳፩፡ ፲፮)። ዘዳ፡ ፳፩፡ ፲፰ - ፳፩)።
የክርስቶስ፡ ሕግ፡ ግን፡ ለእርሱ፡ ርገራኔ፡
አድርጋ፡ ይህን፡ ውሳኔ፡ አዘዘች። ልጅ፡ ወን
ጀሰኛ፡ (ዓመፀኛ)፡ ቢሆን፡ በወላጆቹም፡ ላይ፡
ክፋ፡ የሚሠራ፡ ቢሆን፡ ሊያበርሩት፡ ይገባቸ
ዋል። ከወላጅነታቸውና፡ ከርስታቸው፡ መነ
ቀሉን፡ በዳኞችና፡ በጉባኤ፡ ፈት፡ ይንገሩ።

፩ሺ፯፻፹፪ ፬ኛ፡ ስለ፡ ነገር፡ ሥራ፡ ይናገራል። መክ
ጀገጅ፡ ከክፋ፡ ሥራ፡ ወገን፡ በማናቸውም፡
በእንዲሁ፡ ላይ፡ ነገር፡ የሚሠራ፡ ቢኖር፡ ምስክ

አገቀጽ ፡ ፶።

እቱ ፡ ያጸንፅ ፡ ታሎ ፡ እሙን ፡ በእትም ፡ ሰማ
ፅት ፡ መምእሙን ፡ እደው ፡ ለውእቱ ፡ ብእሰ ።
ወልእሙ ፡ ኢክሀል ፡ ላዕል ፡ ዠንቱ ፡ ያፍፍ ፡ በአ
ምጣን ፡ ዠነ ፡ ያራድዮ ፡ ለቤጼ ፡ ዠኩ ፡ ብእሰ ፡
እሙ ፡ ተጠየቀ ፡ በላዕልሁ ፡ ዠንቱ ፡ ግብር ፡ ወከ
ማዕ ፡ ያኩን ፡ ነኚኔዕ ።

፩ሺ፯፻፹፫ ድስቅ ፡ ሂቱ ፡ ወእምክሙ ፡ ፈታሕከሙ ፡
ዘእንበል ፡ አድልዎ ፡ ተአምሩ ፡ ሐስተ ፡ ዘእሁ ፡
ሰዘያስተዋድዮ ፡ ለቤጼ ፡ በከንቱ ፡ እስሙ ፡
ውእቱ ፡ ፍጡን ፡ ያወድቅ ፡ በቃለ ፡ አፉሁ ፡
ወልገርንቱኒ ፡ መፍትው ፡ ከሙ ፡ ያኩንንም ፡
ገሃደ ፡ ወያግበሩ ፡ ቡቱ ፡ በከሙ ፡ ወእቱ ፡
ፈታዩ ፡ ያግበር ፡ ዲቤ ፡ ቤጼ ። ወለኩሱ ፡ ዘይ
ሐሱ ፡ ዲቤ ፡ ቤጼ ፡ እትንደማም ፡ ዘእንበል ፡
ነኚኔ ፡ ከሙ ፡ እይትክበል ፡ ላዕል ፡ ነገር ፡ ከንቱ
በዘይሐሙር ፡ በፍፍት ፡ ርትዕት ፡ አው ፡ ከሙ ፡
እይትክበል ፡ ካልኢ ፡ ወእይግበር ፡ በከሙ ፡
ምግባሩ ፡ ወእይደልም ፡ ለእኑ ፡ ከሙ ፡ ያከ
ሥት ፡ ዓቢዮ ፡ አበሳ ፡ እኑሁ ፡ ወእሙ ፡ አኩሰ ፡
እይስምጹ ፡ እምኔሁ ፡ ወያንበር ፡ በስደት ።

፩ሺ፯፻፹፱ ኃምስ ፡ በእንተ ፡ ሥራዬ ። ጠሰ ፡ ማወቅቱ ፡
ዘየአምሮ ፡ ለገባራ ፡ ሥራዬ ፡ ያደልም ፡ ከሙ ፡
ያግበአ ፡ ለመስፍን ፡ ወልእሙ ፡ ኅብእ ፡ አሐዱ ፡
ወእይግብኦ ፡ ለመኩንን ፡ ያደልም ፡ ለሙ ፡
ሥታዬ ፡ ዕውብ ። ወእለ ፡ ያግብሩ ፡ እልሐዘረ ፡
በከርናዕ ፡ ወደፈቅዱ ፡ ቡቱ ፡ ያርብኑ ፡ ረባኅ ፡
በውእቱ ፡ ረቢኖቶ ፡ ፍቅር ፡ ያዘበጠ ፡ ወደ
ሰደዱ ።

፩ሺ፯፻፹፳ ሰድስተ ፡ በእንተ ፡ ውዕዮት ፡ ዘንገሥት ፡
ጃወቅቱ ፡ ወዘወደዩ ፡ እሳተ ፡ ውስተ ፡ ሀገር ፡
አው ፡ በሐቅል ፡ እንዘ ፡ ዮሳሥሥ ፡ ንክዮተ ፡
ሰብእ ፡ ዘእሃ ፡ ለየዕዩ ።

፩ሺ፯፻፹፮ ጠሰ ፡ ማወቅቱ ፡ ለእሙ ፡ ተዐውቀ ፡ ፩ዱ ፡
ከሙ ፡ አውዐየ ፡ ማኅደረ ፡ በእሳት ፡ በእእም
ሮቱ ፡ ወበፈቃዱ ፡ ያትኩንን ።

፩ሺ፯፻፹፯ ወልእሙ ፡ አውዐየ ፡ ፩ደ ፡ ዓዐደ ፡ በእሳብሮ ፡
ወወዕአ ፡ እሳት ፡ ወእውዐየ ፡ አብዮተ ፡ ዘንውዱ
እልቦ ፡ ዕዳ ፡ ላዕል ፡ ዘአውዐየ ፡ ተዲሙ ።

፩ሺ፯፻፹፰ ወዘሂ ፡ ወደዩ ፡ እሳተ ፡ ውስተ ፡ ገራህቱ ፡
ወሐረት ፡ እስከ ፡ አውዐየት ፡ ዘርእ ፡ ኅሩ ፡ ያሐ
ትትም ፡ ለእሙ ፡ ኮነ ፡ ዘእተዐቅዘ ፡ በኩሉ ፡
ክሂሎቱ ፡ ከሙ ፡ እይሐር ፡ እሳት ፡ ኅበ ፡ መካን

ሰለ ፡ ሰካርና ፡ ሰዕ ፡ ልዩ ፡ ልዩ ፡ ኃጠአቶች ።

ሮችንና ፡ እውነተኛች ፡ ሰዎችን ፡ በመጥራት ፡ እ
ውነተኛ ፡ ቃሉን ፡ እንደሚያጸና ፡ ዋስ ፡ ያጥራ ፡ በ
ዚህ ፡ ባዶችል ፡ ያ ፡ ሰው ፡ ለባልንጀራው ፡ ያከፍለ
ው ፡ በነበረው ፡ ልክ ፡ ያክፈል። ያህ ፡ ሥራ ፡ በእር
ሱ ፡ በረጋገጥ ፡ ቅጣቴም ፡ እንደዚሁ ፡ ያሁን ።

፩ሺ፯፻፹፫ ድስቅ ፡ ሂ ። ያለአድልዎ ፡ ከፈረዳችሁ ፡ ባል
ጀራውን ፡ በከንቱ ፡ የሚከሰውን ፡ ሰው ፡ ሐስት ፡
ታውቃላችሁ ። እርሱ ፡ በእንጋገሩ ፡ ፈጥኖ ፡
ያወድቃልና ። ያህንም ፡ ሰው ፡ በግልጥ ፡ ሊፈ
ርዱበት ፡ ያገባል ። በባልንጀራሙም ፡ ሊያ
ደርግበት ፡ የወደደውን ፡ በእርሱ ፡ ያድርጉ
በት ። በጓደኛውም ፡ ላይ ፡ ሐስት ፡ የሚናገረ
ውን ፡ ሰው ፡ ሁሉ ፡ ያለ ፡ ቅጣት ፡ አትተዉት ።
በቀናች ፡ መንገድ ፡ በሚሄደው ፡ ሰው ፡ በከንቱ
ነገር ፡ እንዳይደፋፈር ፡ ወደም ፡ ሌላው ፡ እንዳ
ይደፋፈር ፡ እንደ ፡ ሥራውም ፡ እንዳይሠራ ።
ወንድም ፡ የወንድሙን ፡ ታላቅ ፡ በደል ፡ ሊገ
ልጽ ፡ እደገባውም ። ያም ፡ ባይሆን ፡ ከእርሱ ፡
አደሰሙ ። በስደትም ፡ ያኑር ።

፩ሺ፯፻፹፱ አምስተኛው ፡ ሰለ ፡ ሥራዬ ፡ ያናገራል ።
ጠሰ ፡ ማዘ ። ሥራዬ ፡ እድራገውን ፡ የሚያው
ቀው ፡ ሰው ፡ ለዳኛ ፡ ሊያቀርበው ፡ ያገባዋል ።
አንድ ፡ ሰውም ፡ ደብቆ ፡ ባያቀርበው ፡ ጭንቅ ፡
ቅጣት ፡ ያገባዋል ። መንደግ ፡ በከንድ ፡ የሚያ
ደርጉ ፡ በዚህም ፡ መስተፋቅር ፡ ጥቅምን ፡ ሊጠ
ቀሙበት ፡ የሚወዱ ፡ ተገርፈው ፡ ያሰደዱ ።

፩ሺ፯፻፹፳ ሰድስተኛ ፡ ሰለቃጠሎ ፡ ያናገራል ።
ፍትሐ ፡ ነገሥት ፡ ጃ፬ ። የመንደርዋን ፡ ሰዎች ፡
ጉዳት ፡ ሽቶ ፡ በሀገር ፡ ወደም ፡ በዱር ፡ እሳት ፡
የጨመረ ፡ ሰው ፡ ይቃጠል ።

፩ሺ፯፻፹፮ ጠሰ ፡ ማዘ ። አንድ ፡ ሰው ፡ ዐውቆ ፡ በፈቃዱ ፡
ቤት ፡ እንዳቃጠለ ፡ ቢታወቅ ፡ ይቀጣ ።

፩ሺ፯፻፹፯ በመተባበር ፡ አንድ ፡ ቦታ ፡ ቢያቃጥል ፡
እሳትም ፡ ወጥቶ ፡ በዙሪያው ፡ ያለውን ፡ መን
ደር ፡ ቢያቃጥል ፡ መጀመሪያ ፡ ባያያዘው ፡ ዕዳ ፡
የለበትም ።

፩ሺ፯፻፹፰ በእርሻው ፡ ላይ ፡ እሳት ፡ ያቀጣጠለ ፡ ሰው ፡
የጎረቤቱንም ፡ እዝመራ ፡ እስከታቃጥል ፡
ድረስ ፡ ብትሄድ ፡ እሳት ፡ ወደሌላው ፡ ቦታ ፡
እንዳይተላለፍ ፡ በተቻለው ፡ ሁሉ ፡ ያልተጠነ

አንቀጽ ፡ ፶ ።

ካልእ ፡ ወይፍትሐ ፡ ላዕሌሁ ፡ ፍትሐ ፡ ሀካይ
ያን ፡ ወእመሰ ፡ ኮነ ፡ ዘይትሀቀብ ፡ በኩሉ ፡
ግብር ፡ ሰበ ፡ ጎዩሎ ፡ ነፋሰ ፡ ወነፍሐ ፡ ለእሳት ፡
አልቦ ፡ ሶዳ ፡ ላለሰ ፡ አንዳይ ፡ እሳት ፡

፩ሺ፯፻፹፱ ሳብለ ፡ በእንተ ፡ ኩሉ ፡ ጉልቄ ፡ እበሳት ።
ጠሰ ፡ ማወጃቱ ፡ ወለእመ ፡ ውሶዩ ፡ ሥጋ ፡ አግ
ዓዚ ፡ ይደልዎ ፡ ለፈታሐ ፡ ከመ ፡ ይፍታሕ ፡
ላዕለ ፡ ገባሪ ፡ በእንተ ፡ ፈውሳት ፡ ወሥራሐት ፡
ወበእንተ ፡ ሕጻጸ ፡ መልክዕሰ ፡ አልቦ ፡ እስመ ፡
ሥጋሁሰ ፡ ለእግዓዚ ፡ አይትሜጠን ፡ በሥጥ ።
ወዘለውፀየሰ ፡ እምሥጋ ፡ ገብር ፡ ይደልዎ ፡
ተነሥዎ ፡ በዘእቅደምን ፡ ዘክር ፡ በዘየሐጽጽ
እምሥጥ ።

፩ሺ፯፻፺ ዘማወህቱ ፡ ወዘሂ ፡ ይሞቅሐ ፡ እንሰላ ፡ ዘሌ
ኮነ ፡ ሎቱ ፡ ወይቀትሎ ፡ በጎጠእ ፡ መባልሰት ፡
አው ፡ በካልእ ፡ ፍና ፡ ይደልዎ ፡ ፈደዩ ፡ ካለ
በት ፡ ሎቱ ።

፩ሺ፯፻፺፩ ወዘይትዓገል ፡ ምድረ ፡ አው ፡ ዘይፈልሰ ፡
ደወለ ፡ ይደልዎ ፡ የግብእ ፡ ካዕብቶ ፡ ለዘነሥእ ።

፩ሺ፯፻፺፪ ወመሐዛትኒ ፡ እለ ፡ የሀውኩ ፡ ጉባኤ ፡ እመ ፡
ሊቀ ፡ ሀገር ፡ ኮነ ፡ ነገሮሙ ፡ ወነበሩ ፡ ውሰተ ፡
ሰሕተቶሙ ፡ ይደልዎሙ ፡ ሰደት ፡ ወለእመሰ ፡
ኩነንምሙ ፡ ብዙነ ፡ ጊዜያተ ፡ ወቆሙ ፡ ዳግመ ፡
ውሰተ ፡ ድፍረቶሙ ፡ ይዝብጥምሙ ፡ ወይላጽዩ
ርእሰሙ ፡ ወያዝልፉ ፡ ነቢረ ፡ ውሰተ ፡ ሰደት ፡
ወእመሰ ፡ ኮነ ፡ ሊቅ ፡ ዘእመሮሙ ፡ ይዝብጥ
ምሙ ፡ በበትር ፡ ባሕተቱ ፡ ወይጎደግምሙ ።

፩ሺ፯፻፺፫ ወዘሂ ፡ ይገብር ፡ ማጎተመ ፡ በዲናራት ፡ ይም
ትሩ ፡ እይሁ ።

፩ሺ፯፻፺፬ ሳምን ፡ መጅ ፡ ፲ወፁቱ ፡ ወዘሂ ፡ ተዐደወ ፡
ላዕለ ፡ ካህነ ፡ ቤተ ፡ ክርስቲያን ፡ ይዝብጥም ፡
ወይስድድዎ ፡ ወዘሂ ፡ ተዐደወ ፡ ላለሰ ፡ ዘተማጎ
ሶነ ፡ በቤተ ፡ ክርስቲያን ፡ ወዘእውሰእ ፡ እም
ኔሁ ፡ በገይል ፡ ይትቀወፍ ፡ ፲ወ፪ተ ፡ ጊዜ
ያተ ፡ ወይትእጎዝ ፡ በዘይደሉ ፡ በእንተ ፡ ጉያዩ ፡
ዘተማጎሶነ ፡ ነቢሃ ፡ ወባሕቱ ፡ ይትመጠውም ፡
ካህን ፡ ወሰብእ ፡ ፈራዚያን ፡ እምእእሩገ ፡ ሕዝ
ብ ፡ ወይክሥቱ ፡ ምክንያተ ፡ ጉያዩቱ ፡ ወይፍ
ትሐ ፡ ላለሌሁ ፡ በከመ ፡ እዘዘ ፡ ሕግ ።

፩ሺ፯፻፺፭ ሥርዋጽ ፡ ወከሐድያን ፡ ዘነዋ ፡ ይትረከቡ ፡

ሰለ ፡ ስካርና ፡ ሰለ ፡ ልዩ ፡ ልዩ ፡ ኃጢአቶች ።

ቀቀ ፡ ቢሆን ፡ ይመርምሩት ፡ በቸልተኞችም ፡
ፍርድ ፡ ይፍረዱበት ። በሥራው ፡ ሁሉ ፡ የተጠ
በቀ ፡ ቢሆን ፡ ግን ፡ ነፋሰም ፡ እይሎ ፡ እሳቱን ፡
ቢያድድደው ፡ እሳቱን ፡ ባይያዘው ፡ ሰው ፡ ሶዳ ፡
የለበትም ።

፩ሺ፯፻፹፱ ሰባተኛ ፡ ሰለበደሎች ፡ ሁሉ ፡ ቀጥር ፡
ይናገራል ፡ ጠሰ ፡ ማጅ ፡ የጨዋ ፡ ልጅ ፡ አካል ፡
በእሳት ፡ ቢቃጠል ፡ ዳኛ ፡ በእድራገው ፡ ላይ ፡
ሰለ ፡ መድኃኒትና ፡ ሰለ ፡ ሥራው ፡ (ለመድኃ
ኒት ፡ ሰለከፈለውና ፡ ሥራ ፡ ሰለፈታበት) ፡ ሊፈ
ርድ ፡ ይገባዋል ፡ ሰለ ፡ አካል ፡ ጉድለት ፡ ግን ፡
የለም ። የጨዋ ፡ ልጅ ፡ አካል ፡ ዘዋጋ ፡ እይገመ
ትምና ፡ የባሪያ ፡ አካል ፡ ይቃጠል ፡ ግን ፡ እስቀ
ድመን ፡ እንደተናገርን ፡ ከዋጋው ፡ በሚጎ
ድል ፡ መፈላለግ ፡ ይገባል ።

፩ሺ፯፻፺ ወገንዘብ ፡ ይልዩነውን ፡ እንሰላ ፡ እሥሮ ፡
ምግብ ፡ በመክልከል ፡ ወይም ፡ በሌላ ፡ መን
ገድ ፡ የገደለው ፡ ለባለቤቱ ፡ ዕጥፍ ፡ እድርጎ ፡
መክፈል ፡ ይገባዋል ።

፩ሺ፯፻፺፩ ምድር ፡ የሚጋፋ ፡ ወይም ፡ ድንበር ፡ የሚ
ያረርሰ ፡ የወሰደውን ፡ ሰጥፍ ፡ አድርጎ ፡ ሊመ
ልሰ ፡ ይገባዋል ።

፩ሺ፯፻፺፪ ጉባኤን ፡ (ሰብሰባን) ፡ የሚያውኩ ፡ ጎበዛዝ
ትም ፡ እገር ፡ አሳዳሪዉ ፡ ነግሯቸው ፡ በሰሕተ
ታቸው ፡ ዘኖሩ ፡ ሰደት ፡ ይገባቸዋል ። ብዙ ፡
ጊዜ ፡ ቀጥተዋቸው ፡ ዳግመኛ ፡ በድፍረታ
ቸው ፡ ቢጸኑ ፡ ይግረፋቸው ፡ ራሳቸውንም ፡
ይላጩቸው ፡ በሰደት ፡ መኖርንም ፡ ያዘውትሩ ።
ዳኛ ፡ ያላሰጠነቀቃቸው ፡ ቢሆን ፡ ግን ፡ በበትር ፡
ብቻ ፡ ይብድቡው ፡ ይተዋቸው ።

፩ሺ፯፻፺፫ በዲናር ፡ ማጎተም ፡ የሚሠሩ ፡ እጁን ፡ ይቀ
ረጡት ።

፩ሺ፯፻፺፬ ሰምንተኛ ፡ መጅ ፡ ፲፬ ፡ በቤተ ፡ ክርስቲያን ፡
አገልጋይ ፡ ላይ ፡ የተደፋረረውንም ፡ ይግረፉት
ያባርሩትም ። በቤተ ፡ ክርስቲያን ፡ የተማፀነው
ንም ፡ ሰው ፡ ተደፋፍሮ ፡ በጎይል ፡ ከእርሱ ፡
ያወጣው ፡ ፲፪ ፡ ጊዜ ፡ ይገረፍ ፡ በእርሱዋ ፡ የተ
ማፀነውም ፡ ስለከበለለ ፡ በሚገባ ፡ ይያዝ ። ነገር
ግን ፡ ካህኑና ፡ ከሕዝቡ ፡ ሽማግሌዎች ፡ እግዚ
አብሔርን ፡ በሚፈሩ ፡ ሰዎች ፡ ተቀብለው ፡ የሽ
ሽበትን ፡ (የደወለበትን) ፡ ምክንያት ፡ ይግለጡ ።
ሕግም ፡ እንደሚያዝዘው ፡ ይፍረዱለት ።

፩ሺ፯፻፺፭ ሥርዋጽ ፡ (ከወላጆች) ፡ ከሞታቸው ፡ በኋላ ፡

አንቀጽ : ፶፩ ።

ወእምድግረ : ፍልሰቶሙ : አይውርስምሙ : ለጅዳኒ : አበጽሐሬ : ትእዛዝ : ወእ : ዘእን በለ : ትእዛዝ ። ወለእመኒ : ኮኑ : እዝማዲሁ : ኦርቶዶክሳውያን : ዘእንበለ : ባሕቲ : ውሱ ዶሙ : ለእመ : ኮኑ : ኦርቶዶክሳውያን : እሳ : የሀዙ : ንዋዮሙ : ለንጉሥ ። ወእለሂ : ይትፈ ሬለጡ : እምሃይማኖት : አይከውኖሙ : ጽሐፊ ትእዛዝ : ወእ : ከመ : የሀበ : እ : በትእዛዝ : ወእ : ዘእንበለ : ትእዛዝ : ወኢይረሱ : ምንተኒ።

ሰለ : መኮኖ : ሰለ : ግዝረት ።

የሚገኙ : ከሐዲዎችም : ለአንዱስ : እንኳ : በማዘገፍ : ደብዳቤ : ወይም : ያለ : ትእዛዝ : አያውርሱዋቸው ። ዘመዶቹ : ኦርቶዶክሳውያን : ቢሆኑም : ልጆች : ብቻ : ኦርቶዶክሳውያን : ካልሆኑ : ገንዘባቸውን : ለንጉሥ : ይስጡ : እንጂ ። ከሃይማኖት : የተለዩ : ሰዎች : ትእዛዝ መጻፍና : በትእዛዝ : ወይም : ያለትእዛዝ : ሊሰጡ : አይገባቸውም : እንዳችም : አይውረሱ ።

አንቀጽ : ፶፬፡፩ ።

በእንተ : ሥዕርት : ወግዝረት : ወተእምኖ : ወበእንተ : ነሱ : ዘይደልዎ : ስሊቅ : ከመ : ይወስከ : ቦቲ : ወያንትግ : እምኔሁ : በመዋዕሊሁ : በከመ : ይደሉ : ለገቢር : በትእዛዝ : ቀኖናት ።

አንቀጽ : ፶፬ ።

ሰለጠንርና : ስለግዝረት : ሰለ : መታመን : በመጻሕፍት : ትእዛዝ : ለመሥራት : ለዳኛ : በዘመኑ : በእርሱ : ላይ : ሊጨምር : ከእርሱም : ሊያጎድል : ስለሚገባውም : ሁሉ : ይናገራል ።

፳፻፺፻ ፺፯ ሥዕርትሰ : አይደልምሙ : ለእደው : ከመ : ያንት : ሥዕርቶሙ : ወፈይፋይሰ : ሐሂኖቲ : ወፀፍሮቲ : ወእምኑሉ : ዘየዐቢ : ለካህናት : እሳ : ይደሉ : ላጽኖቲ ። ወዘኢይደሉሰ : እንኖቲ : ከመ : ቃለ : ጳውሎስ : ሐዋርያ : ለስብእ : ቆሮንቶስ : ዘይቤ : “ኢያህውቀዝሙኑ : ፍጥረት : በእንተ : ዝንቲ : ከመ : ለእመ : እንኅ : ብእሲ : ሥዕርተ : ርእሱ : ኅዛር : ውእቲ : ሎቲ” ። ወበእንተ : ዘእዘዘ : በእንተ፤አሁ : ለጢሞቴዎስ : ረድኡ : ገሥጾተ : እንስት : ከመ : ይትገንግ : እምተሠርግዎ : በተፀፍሮ : ሥዕርት ። ወበእንተ : ዘከልኦን : እምኔሁ : ጴጥሮስ : ሐዋርያ : ዘቺቲ : በብሂሎቲ። አትሠርግዎ : በተፀፍሮ : ሥዕርት ። ወለእመ ሰኬ : ከልእዎን : ለእንስት : እምን : ዝንቲ : ማ : መጠን : ይደልዎሙ : ለእደሙ : ተከልኦ : እምኔሁ ።

፳፻፺፻ ፺፮ ሰለ : ፀጉርስ : ለወንዶች : ፀጉራቸውን : ሊያሳድጉ : አይገባቸውም ። ይልቁንም : ማሳደጉና : መሠራቲ ። ከሁሉም : የሚበልጥ : ለካህናት : ሊላጩት : ይገባል : እንጂ ። ማሳደጉ : አለመገባቲስ : ሐዋርያ : ጳውሎስ : ለቆሮንቶስ : ሰዎች : እንደተናገረው : ነው ። ወንድ : ጠጉሩን : በይሳድግ : ለእርሱ : ተዋርዶው : እንደሆነ : ስለዚህ : ፍጥረት : አያሳውቃችሁምን ? (፩ : ቆሮ : ፲፩ : ፲፫ - ፲፮) ። ለደቀመዝሙሩ : ለጢሞቴዎስም : ስለእርሱ : ጠጉራቸውን : በመሠራት : ከማጌጥ : ይርቁ : ዘንድ : ሴቶችን : ማስማተርን : ስለእዘዘ : ነው ። (፩ : ጢሞ፪ : ፱ - ፲) ። ሐዋርያ : ጴጥሮስም : ጠጉራችሁን : በመሠራት : አታጌጡ : በማለቲ : ከእርሱ : ስለከለከላቸው : ነው ። (፩ : ጴጥ : ፫ : ፩ - ፮) ። ከዚህ ሥራ : ሴቶችን : ከከለከሉባቸው : ለወንዶችማ : ከዚህ : ሥራ : መከልከል : ምን : ያህል : ይገባቸው : ይሆን !

፳፻፺፻ ፺፰ ወኢጎይግን : ዘክሮተ : እደው : ምስለ : እንስት : በዘዩ : በእንተ : ለማዶሙ : በበይን : አሕሥሞ : እስመ : ለማዶሙ : ወፍጥረቶሙ : ፍሉጥ : በኦዝማኖሙ : ወናሁ : ቦእ : ተግግጎ : እምን : ዝንቲ : ዘይኅዝር : ዘሊእ : ተሠርግዎ : ሥጋዊ ።

፳፻፺፻ ፺፱ በዚህም : ወንዶችን : ከሴቶች : ጋራ : መጥቀስን : አልተውንም ። ሰለ : ክፉ : ሥራ : ልማዳቸው ። በዘመናቸው : ልማዳቸውና : ተፈጥሮዎቸው : ልዩ : ነበረና ። ከዚህም : የተነሣ : ሥጋዊ : ጌጥን : መከልከልን : የሚናገር : ምክር : እነሆ : ተሠራ ።

፳፻፺፻ ፺፳ ወናሁ : ስምህ : ኮኑ : ባስልዮስ : ከመ : ቃለ : ሐዋርያ : ውስተ : ተኖና : ዘጽወኃቲ : “ ወይቤ :

፳፻፺፻ ፺፳ እንደ : ሐዋርያ : ቃል : በጽኑኛው : ትእዛዝ : ባስልዮስ : እነሆ : ምስክር : ሆነ ። ሐዋርያ :

እንቀጽ፡ ፶፩።

ኢይጎድግ፡ ብእሲ፡ ሥዕርቶ፡ ከመ፡ ይኑጎ፡ ለግሙራ፡ ከመ፡ ቃለ፡ ሐዋርያ፡ ወይደሉ፡ ላጽ ዮቲ። ማክመ፡ ቃለ፡ ሐዋርያት፡ በጥንተ፡ ዲድሰቅልያ፡ ዘይቤሉ፡ እታንጎ፡ ሥዕርተ፡ ርእሰከ፡ ወኢትሕፅዮ፡ ወኢትቅብእ፡ ዕፍረተ፡ ወኢትጎድጎ፡ ሰፉሐ፡ ኢፍቱሰ፡ ወእሰፉራ፡ ወኢትረሲ፡ ለከ፡ ድንጉዛተ፡ ወነኮላለ፡ አላ፡ ላጽዮ፡ ወእጽሪ፡ ርእሰከ። ወኢትሠርገው፡ በሠርጉ፡ ዘትፈትወከ፡ ባቲ፡ ብእሲት፡ ወት ከውን፡ ኃጥእ፡ በኃጢአታ።

፩ሺ፷፻፺፱ ወዳውሎስ፡ ሐዋርያ፡ ናሁ፡ ገብረ፡ ዘንተ፡ በርእሱ፡ ጀተ፡ ጊዜያተ፡ በከመ፡ ስምሀ፡ ኮነ፡ ሙጽሐፈ፡ አብረክሲስ፡ ወፅዱ፡ እምኒሆሙ፡ ብፅዓት፡ ኮነ፡ ላዕሌሁ፡ ወብፅፀትሰ፡ ዘእግዚአብሔር፡ እይክውን፡ ዘእንበለ፡ በገቢረ፡ ትሩፋት፡ ወፈድፋደሰ፡ ሙኑ፡ ከመ፡ ዝንቱ፡ ሐዋርያ፡ ዘጽኑዕ፡ በመንፈስ፡ ቅዱስ፡ ወበጽድቅ። ወአልቦ፡ ኑፋቄ፡ ወካሕድ፡ ከመ፡ ገቢረ፡ ብፅፀቱ፡ ለሐዋርያ፡ ትሩፍ፡ ሕገ፡ ኮነ፡ ለዝሉፉ፡ ለሰብእ፡ ጽዋዔሁ፡ ዘናሁ፡ ገብረ፡ ትሩፋተ።

፩ሺ፷፻፶ ወቃልኒ፡ ዘተንግረ፡ ውሰተ፡ ቀኖናተ፡ ሆሙ፡ ለጉባኤ፡ ኒቅያ፡ ዘጉላቋሆሙ፡ ጿ፡ እምድንሪ፡ ጿ፡ ዘይብል፡ እያሰተርእ፡ ሥዕርትከ፡ በእፍአ፡ እሰመ፡ ናሁ፡ ሐዋርያ፡ ከልእ፡ ዘንተ፡ አምሳለ። ወኢትንግእ፡ እምጸጉሪ፡ ጽሕምከ፡ ጊዜ፡ ትላጸ፡ ሥዕርተ፡ ርእሰከ፡ ወኢትጎድግ፡ ላዕሌከ፡ ሥርጋዎ፡ እምጸጉሪ፡ ርእሰከ።

፩ሺ፷፻፷ ወዳውሎስ፡ ሐዋርያ፡ ማክመ፡ ዘግንግራ፡ ሶበ፡ ከልእምን፡ ለአንሰት፡ እምላጽዮ፡ ጸጉርን፡ አዘዝምን፡ ለባሕቲቶን፡ ዘእንበለ፡ እደው።

፩ሺ፷፻፸ ወበእንተ፡ ግዝረትሰ፡ እምትእዛዘ፡ ብሊት፡ ውእቲ፡ ተሠርፀ፡ ከመ፡ ይትፈለጡ፡ ሕዝበ፡ እግዚአብሔር፡ እምኩሉ፡ እሕዛብ፡ በከመ፡ ይትጎተሙ፡ እግብርት፡ ለመላኪሆሙ። ወበእንተዝ፡ እይደሉ፡ ተሰምዮ፡ ዘእንበለ፡ እምድንሪ፡ ግዝረት። ወይመርሕ፡ ላዕለ፡ ዝንቱ፡ ቃለ፡ ሉቃስ፡ በውሰተ፡ ወንጌል፡ በእንተ፡ ዮሐንስ፡ ወእግዚእን፡ ዘይቤ፡ ሙጽኡ፡ ነበ፡ ሕፃን፡ ከመ፡ ይግዝርዎ፡ ወሰመይዎ፡ ስም።

ሰለ፡ ጠገርና፡ ስዕ፡ ግዝረት።

እንደተናገረው፡ ወንድ፡ ከቶ፡ ጠገርን፡ ያድግ፡ ዘንድ፡ አይተመው። ሲላጩትም፡ ያገባል፡ አለ። በዲድሰቅልያ፡ መጀመሪያ፡ እንደተናገረው፡ እንደ፡ ሐዋርያት፡ ቃልም፡ የራስዘን፡ ጠገር፡ አታሳድግ። አትከባከበው፡ ሽቲም፡ አትቀባው። ግልሰልሰ፡ አታድርገው፡ ወይም፡ የተፈተለ፡ ወይም፡ የተጎነጎነ፡ እድርገህ፡ እትተውው። ሹርቤ፡ ስርሜዶ፡ አታድርግ። ላጩው እንጂ፡ ራስዘንም፡ አጥራ። ሴት፡ እንተን፡ በምትወድበት፡ ጌጥ፡ እታጊጥ። በእርሱዋም፡ ኃጢአት፡ እንተ፡ ኃጢአተኛ፡ ትሆናለዘ።

፩ሺ፷፻፺፱ ሐዋርያ፡ ዳውሎስም፡ እነዞያ፡ ይሆን፡ በራሱ፡ ሁለት፡ ጊዜ፡ አደረገ፡ የሐዋርያት፡ መጽሐፍ፡ (ሥራ)፡ እንደመሰከረ፡ (የሐዋ፡ ፲፰፡ ፲፰። ጳ፩፡ ጳ፩።) ከእነርሱም፡ እንዱ፡ ብፅዓት፡ ነበረበትና፡ ነው። ለእግዚአብሔርም፡ የሚሆን፡ ብፅዓት፡ ትሩፋት፡ በመሥራት፡ ካልሆነ፡ በቀር፡ እይሆንም፡ ይልቁንም፡ በመንፈስ፡ ቅዱስና፡ በእውነት፡ እንደዚህ፡ ሐዋርያ፡ ያለ፡ ማንው? ፍጹም፡ ሐዋርያ፡ አሁን፡ ትሩፋት፡ አድርጎ፡ የሠራው፡ ብፅዓቱን፡ መፈጸሙ፡ ለጠራቸው፡ ሰዎች፡ ለዘለዓለሙ፡ ሕግ፡ እንደሆነ፡ ጥርጥርና፡ ከህደት፡ የለበትም።

፩ሺ፷፻፶ ከኻያ፡ በኋላ፡ ቀጥራቸው፡ ኻያ፡ በሚሆን፡ በኒቅያ፡ ጉባኤ፡ መጽሐፍት፡ የተናገረው፡ ቃልም፡ እንዲህ፡ የሚል፡ ነው። ጠገርህ፡ በእፍአ፡ (በውጭ)፡ እይታይ። ሐዋርያ፡ ይህን፡ አርእያ፡ ከልከሎእልና፡ ራስዘን፡ በምትላጭበትም፡ ጊዜ፡ ከጽሕምህ፡ ፀጉር፡ አትንግለት። ከራስህ፡ ፀጉርም፡ ለጌጥ፡ እትተውለት።

፩ሺ፷፻፷ ሐዋርያ፡ ዳውሎስና፡ የግንግራ፡ ጉባኤ፡ ሴቶችን፡ ጠገራቸውን፡ ከመላጩት፡ በከለከሏቸው፡ ጊዜ፡ ከወንዶች፡ ለይተው፡ ብቻቸውን፡ እዘዟቸው።

፩ሺ፷፻፸ ሰለ፡ ግዝረትም፡ ከብሉይ፡ ትእዛዝ፡ ወገን፡ ነው። ባሮች፡ ለጌቶቻቸው፡ እንደሚከተቡ፡ የእግዚአብሔር፡ ወገኖች፡ ከእሕዛብ፡ ሁሉ፡ ይለዩ፡ ዘንድ፡ ታዘዘ። ሰለዚህ፡ ከግዝረት፡ በኋላ፡ ካልሆነ፡ በቀር፡ ስም፡ ማውጣት፡ እይገባም። በዚህም፡ ላይ፡ ሉቃስ፡ በወንጌል፡ ስለዮሐንስና፡ ስለጌታችን፡ ይገዝሩት፡ ዘንድ፡ ወደሕጎኑ፡ መጡ፡ ስሙንም፡ እውጡለት፡ ያለው፡ ቃል፡ ያስረዳል። (ሉቃ፡ ፩፡ ፶፱። ፪፡ ፳፩።)።

፩ሺ፷፻፲ ወሰበ : አስተጋብሎት : ሕግ : መሢሐዊት :
 ሆሎ : አሕዛብ : ተገብረት : ለብእሲ : ዙተፈ
 ጥረ : በነፍስ : ወሥጋ : ተሰምዮ : መንፈሳዊት :
 እንተ : ይእቲ : ጥምቀት : በዘባቲ : ይትፈለጡ :
 መሢሐውያን : እምክልሎ : ወረሰዩ : ሎቲ :
 ተሰምዮተ : ሰሙ : በጊዜ : ጥምቀተ : ክርስትና :
 በከመ : ያወፅኦ : ወያኅብና : አጋእዝት : ሰመ :
 ለአግብርተኛው ።

፩ሺ፷፻፲፱ ወበእንተ : ዝንቲ : ግብር : በጽሑት : ምክ
 ንያት : ኅበ : አዳም : ብእሲት : ቀዳማዊት :
 ከመ : ይሰምያ : በእንተ : ኩንጥቲ : ኪያሃ : ወእ
 ግዚእናው : ላዕሊግ ። ወበዛቲ : ፍና : በጽሑ :
 ፍጥረተ : እንሰሳ : ኅበ : አዳም : ከመ : ይሰም
 ዮሙ : ትእምርተ : በእንተ : ኩንጥቲ : ኪያ
 ሆሙ : ወእግዚእናው : በላዕሊግሙ ።

፩ሺ፷፻፳፭ ወበሕግስ : ሐዲስ : እሰመ : ግዝረት : ኅበ :
 ዘይትግበር : እምበዓለ : ግዝረት : በከመ : ፍና :
 ልማድ : አኮ : እምፍና : ቀፍና : ሕጋዊ ። ወከ
 መዝ : ውኦቲ : ተነግረ : ግብራ : ውስተ : አራት
 በሳምን : ዕለት : እምዕለተ : ልዩቲ : ለዘይትግ
 ዘር : ወይእቲ : አመ : ካልእ : አምሳምንት :
 ኢትትጉሰቀ : እምግዝረቲ : ሕጋዊተ ። ወአለ :
 ይገብርዋ : እምሰብእ : ሐዲስ : ሕግ : አይገብ
 ርዋ : በሳምን : ዕለት : ወአዮኅርዩ : ዘንተ ።

፩ሺ፷፻፶፯ ወግዝረትሰ : በኅዜነ : ይደሉ : ኅዲንታ : ወይ
 ደሉ : ንቢሮታ : ዘእንበለ : ውሳኔ : ዘሕግ ።
 ወትምኦርተ : ዝንቲ : ቃለ : ጳውሎስ : ሐዋርያ :
 በውስተ : ምዕራፍ : ሳብዕ : እምነ : መልእክቲ :
 ቀዳማዊ : ኅበ : ሰብአ : ቆሮንቶስ : ወይቤ :
 "ኢኮነ : ግዝረት : ምንተኒ : ወቅጥፈፈትሂ :
 ዳዕሙ : ጽድቅሰ : ዐቲበ : ትእዛዘ : እግዚአብ
 ሔር ። ወብሂሎቲ : ካዕዘ : ለሰብአ : ገሰትያ :
 ዘኅምስ : እምኒሃ : "ተገዝሮሂ : አይብቀሶ :
 ወኢተገዝሮሂ : አላ : ሃይማኖት : ዘይትፈጸም :
 በፍቅር ። ወይገው : ዘንተ : ቃለ : በክፍል :
 ሳደስ : እምኒሃ : ወይቤ : ኢኮነ : ግዝረት : ምን
 ተኒ : ወኢቅጥፈፈት : አላ : በቅዱተ : ግብርሰ :
 ፍጥረት : ሐዲስ : ዘውእቲ : ጥምቀተ : ክር
 ሰትና ።

፩ሺ፷፻፲፱ የክርስቶስ : ሕግ : አሕዛብን : ሁሉ : በሰበሰ
 በች : ጊዜ : በነፍስና : በሥጋ : ለተፈጠረ :
 ሰው : መንፈሳዊት : ስም : ተደረገች ። ይህች
 ውም : ክርስቲያኖች : ክሌሎቻቸው : የሚለዩ
 ባት : ጥምቀት : ናት ። የሰሙ : አወጣጥ : በጥ
 ምቀተ : ክርስትና : ጊዜ : እንዲሆን : አደረጉ ።
 ጌቶች : ለባሮቻቸው : ስም : አውጥተው : እን
 ዲያኖሩ ።

፩ሺ፷፻፲፱ ስለዚህም : ሥራ : ምክንያት : እርሱ : እርሱ
 ዋን : ስለሚገዛት : ጌትነቱም : በእርሰዋ : ላይ :
 ስለሆነ : ስም : ያወጣላት : ዘንድ : የቀደመ
 ችው : ሴት : ወደአዳም : ሄደች ። በዚችም :
 መንገድ : ፍጥረተ : እንሰሳ : እነርሱን : ስለሚገ
 ዛቸው : ጌትነቱም : በእነርሱ : ላይ : ስለሆነ :
 በምልክታቸው : ስም : ያወጣላቸው : ዘንድ :
 ወደ : አዳም : መጡ ። (ዘፍ : ፪ : ፲፱ - ፳ ። ፫ :
 ፳ ።)

፩ሺ፷፻፳፭ በሐዲስ : ሕግ : ግን : ከገዛሪ : የሚደረግ : ግዝ
 ረት : በልማድ : ጎዳና : ነው : እንጂ : ሕጋዊ :
 ከሆነ : ከትእዛዝ : ወገን : አይደለም ። ሥርዓታ :
 የሚገዘረው : ሰው : ከተወለደበት : ቀን : ጀምሮ
 በሰምንተኛው : ቀን : እንዲሆን : በእራት : እን
 ደዚህ : ተነገረ ። ከሰምንት : ቀን : በሌላ : ጊዜ :
 የሆነች : ግዝረት : ከግዝረት : ወገን : ሕጋዊት :
 ሁና : አትቆጠርም ። ከሐዲሱ : ሕግ : ሰዎች :
 ወገን : የሚሠሩዋትም : በሰምንት : ቀን : አያ
 ደርጓትም ። ይህንም : ዕለት : አይመርጡም ።

፩ሺ፷፻፶፯ ግዝረት : ግን : በእኛ : ዘንድ : ሊተዋት : ይገ
 ባል ። ያለ : ሕግ : ውሳኔም : ሊሠርዋት : ይገ
 ባል ። የዚህም : ምልክቲ : ሐዋርያ : ጳውሎስ :
 ለቆሮንቶስ : ሰዎች : በጻፈው : በመጀመሪያ :
 መልእክቲ : በ፯ኛው : ምዕራፍ : መገዘር :
 ወይም : አለመገዘር : ምንም : አይደለም ። ጽድ
 ቅሰ : የእግዚአብሔርን : ትእዛዝ : መጠበቅ :
 ነው : አለ ። (፩ : ቆሮ : ፯ : ፲፮ - ፳) ። ዳግመ
 ኛም : ለገላትያ : ሰዎች : በጻፈው : በ፳ኛው :
 ምዕራፍ : የሚጠቅም : በፍቅር : የተፈጸመ :
 ሃይማኖት : ነው : እንጂ : መገዘርም : አለመገዘ
 ርም : አይጠቅምም : ያለው : ነው ። ይህንም :
 ቃል : ከእርሰዋ : በ፯ኛው : ክፍል : መገዘር :
 ወይም : አለመገዘር : ምንም : አይደለም ። የሚ
 ጠቅም : ሥራ : ሐዲስ : ፍጥረት : ነው : ብሎ :
 ደገመው ። ይኸውም : ጥምቀተ : ክርስትና :

አንቀጽ : ፩።

ሰዕ : ጠገር፣ ሰዕ : ግዛራት ።

ነው ። (ገላ : ፮ : ፯ ። ፲፭ - ፲፮) ።

፩ሺ፰፻፶፯ ወቃላቲዎስ : እንተ : ትትከውት : አምእናእ : ትንግር : ከሴእ : ግዛራት : እሰመ : ኮን : መፍቅዱ : ባቲ : ከሊእ : እምተእነዞ : በሕገ : ኦሪት : ዘጥንተ : ዚእሃ : ትእዛዘ : ግዛራት ። ወሰመያ : ስሕግ : በጥንተ : ዚእሃ : በከመ : ተሰምዩ : መጽሐፍት : በጥንቶሙ : ዘውእቶሙ : መጽሐፈ : ፍጥረት : መመጽሐፈ : ኅልቆፍ ። ወበከመ : ዝንቱ : ፍጥት : ተሰምዩት : ሕገ : ኦሪት : በሰመ : ግዛራት : ውስተ : መካነ : ዘበከር : ወተሰምዩት : ካልእታ : በቅልፈት ። ወዘይመርሕ : ላዕለ : ዝንቱ : ቃሉ : ዘውስተ : ምዕራፍ : ሳብዕ : ለሰብእ : ቆሮንቶስ : “ለእመ : ተጽውዕ : ብእሲ : ኅዘ : ሃይማኖት : እንዘ : ግዛር : ውእቱ : እይግባእ : ኅዘ : ቅልፈት” ።

፩ሺ፰፻፶፯ በእናእ : የምትገለጽ : ትምህርቱ : ግን : ከግዛራት : መከልከልን : ትናገራሱች ። ፈቃዱ : መውረቲ : የግዛራት : ትእዛዘ : በዮን : በኦሪት : ትእዛዘ : ከመያዘ : መከልከል : ነበረና ። ኦሪትንም : በጥንተ : ሰሚ : ጠራት ። መጽሐፍት : በጥንተ : ሰማቸው : እንደተጠና ። እነርሱም : ኦሪት : በፍጥረት : ኦሪት : ዘኅልቆፍ : ናቸው ። በእንደዚህም : ያለ : መንገድ : በተነገረው : አንቀጽ : የኦሪት : ሕግ : በግዛራት : ስም : ተጠራች ። ውስተኛዎም : ቅልፈት : ተብላ : ተጠራች ። በዚህም : ላይ : የሚያስረዳ : ለቆሮንቶስ : ሰዎች : በጻፈው : በኋኛው : ምዕራፍ : ስው : የተገዘረ : ዑጥ : ወይ : ሃይማኖት : ቢጠራ : ወይ : ቁላናንት : አይመለስ ። ያሪው : ቃል ነው ። (፩ : ቆሮ : ፯ : ፲፮) ።

፩ሺ፰፻፶፰ ወአፍኦው : ለዝንቱ : ቃል : እመስ : ውእቱ : እመረ : ኅዘ : ተገዛሮ : ዘበከር : በሕገ : ግዛራት : ዘውእቱ : መቲረ : ሥጋ : ሰምንትኑ : ያቤ : እይግባእ : ኅዘ : ቅልፈት : እሰመ : እይ ትከወሎ : ለግዛር : ከመ : ይትመዩጥ : ኅዘ : ከዊነ : እግዛር : ወያጽንዕ : ዘንተ : ቃል : በመልእክቱ : ኅዘ : ሰብእ : ሮሚ : በብሃሎቱ : ለእመ : እመንከ : እ : ብእሲ : ወተንዶከ : ሕገ : ኦሪት : ይከውን : ግዛራትከ : ቅልፈተ : ወእመስ እንዘ : ቁላና : እንተ : ወወተብከ : ሕገ : ኦሪት : ቅልፈትከ : ግዛራተ : ትከውንከ : ወትትፊጽም : ላዕሊከ : ቅልፈት : ዘይፈጽማ : ዘዓለ : ሕግ : እምጠባይዓው ።

፩ሺ፰፻፶፰ የዚህ : ቃል : አፍኦው : ንባቡ : በግዛራት : ሕግ : ወይ : ተነገረ : መገዛር : የሚያመለክት : ከዮን : ይኸውም : ሥጋን : መቀረጥ : ነው ። የተገዘረ : ስው : ያልተገዘረ : ወይመዮን : ያመለስ : ዘንድ : አይቻለውምና : ወይ : አለመገዛር : አይመለስ : ለምን : አለ ? ያህንም : ቃል : ስው : ሆይ : ብታምን : ሕገ : ኦሪትንም : ካፈረሰከ : ግዛራትህ : ቅልፈት : (አለመገዛር) : ያሆንብሃል : ብሎ : ለሮም : ሰዎች : በጻፈው : መልእክቱ : ያስረዳል ። በቁላናንት : ሳለህ : ሕገ : ኦሪትን : ብትጠብቅ : ግን : ቅልፈትከ : (አለመገዛርህ) : ግዛራትን : ትሆንልሃለች ። በዓለ : ሕግ : ስው : ከባሕርዩ : የሚፈጽማት : ቅልፈትም : ትፈጽምልህለች ። (ሮሚ : ፪ : ፳፭ - ፳፱) ።

፩ሺ፰፻፶፱ ወበእማን : አይያሉ : ተገዛሮ : እምድንረ : ጥምተተ : ክርስትና ። ወዘይመርሕስ : ላዕለ : ዝንቱ : ፍጽሚ : ቃሉ : በእንተ : ግዛራት : ዘተናገረ : ለሰብእ : ቆሮንቶስ : “ወደባ : የሀሉ : ሆሉ : ብእሲ : እምኔክሙ : በግዛር : ዘተጸውዕ : ባቲ : ኅዘ : ሃይማኖት” ። ወካዕዘ : እመስ : ኮን : ተገዛሮ : ዘአይያሉ : ግሙራ : እምእያብሖ : ጳውሎስ : ሐዋርያ : ለጢሞቴዎስ : ኤጲስቆጶስ : ረድኡ : በከመ : ስምዕ : ኮን መጽሐፈ : እብረክሲስ : ከመ : ውእቱ : ዝሮ ።

፩ሺ፰፻፶፱ ከክርስትና : ጥምቀት : በኋላ : መገዛር : በእውነቱ : እይገባም ። በዚህም : ላይ : የሚያስረዳ : ስቆሮንቶስ : ሰዎች : ስለ : ግዛራት : የተናገረው የመጨረሻ : ቃሉ : ነው ። ከእናንተ : ስዉ : ሁሉ : ወደሃይማኖት : በተጠራበት : ግብር : ጸንቶ : ይኑር : አለ ። (፩ : ቆሮ : ፯ : ፳) ። ዳግ መኛም : መገዛር : ፈጽሞ : የማይገባ : በዮንስ : ሐዋርያ : ጳውሎስ : ለደቀ : መዝሙሩ : ለኤጲስቆጶስ : ጢሞቴዎስ : ባልፈቀደለትም : ነበር ። (ባልገዘረውም : ነበረ) : የሐዋርያት : ሥራ : እርሱ : እንደገዘረው : ምስክር : እንደ ሆነ ። (የሐዋ : ፲፮ : ፫ ።)

፩ሺ፰፻፲፱ ወለሎ ፡ ተብሀለ ፡ እሰመ ፡ ዕጽብ ፡ እገዘሮ ፡
 በእንተ ፡ ግዝረቱ ፡ ይከውን ፡ እውሥኦትን ፡
 ከመ ፡ ግብር ፡ ሕጋዊት ፡ ትትከፈል ፡ ኅዘ ፡
 ጅኤ ፡ ከኖል ፡ ጅዱ ፡ እምኔሁ ፡ ኖትሕ ፡ ዘይደሉ ፡
 ገዢሮቱ ፡ ወእይደሉ ፡ ነዲጎቱ ፡ በከተሉ ፡ ግብር ፡
 ወበከተሉ ፡ ዘመን ፡ በእንተ ፡ ዘአዘዘ ፡ ዐቱ ፡ ወእ
 ከልእ ፡ እምኔሁ ። ወዐ ፡ ትእዛዝሂ ፡ ዘከመ ፡ ጥም
 ቀተ ፡ ከርስትና ፡ እንተ ፡ ዘእንበሌሁ ፡ እይትረ
 ከብ ፡ መንግሥተ ፡ እግዚአብሔር ፡ ወዘከመ ፡
 ተዋሕዶት ፡ አምላካዊት ፡ ወትሥልስተ ፡ አካ
 ላቲሁ ። በከመ ፡ ይቤ ፡ ጳውሎስ ፡ ሐዋርያ ፡
 “መልአክ ፡ አምሰማይ ፡ አው ፡ ካልእ ፡ እመ ፡
 መዘረከመ ፡ ካልእ ፡ እምዘመዘርናክመ ፡
 ንሕነ ፡ ውገዘ ፡ ለደከን” ። ወተግግጽሱ ፡
 በእንተ ፡ ቀቲል ፡ ወዝመት ፡ ይቤ ፡ ከመ ፡
 እለ ፡ ይገብሩ ፡ እሎንተ ፡ ዐቢደተ ፡ አይወርሰዋ ፡
 ለመንግሥተ ፡ እግዚአብሔር ።

፩ሺ፰፻፲፱ ጭንቅ ፡ ነገር ፡ እስገድዶት ፡ ነው ፡ እኮ ፡ ቢባ
 ልም ፡ መልሳችን ፡ በሕግ ፡ የምትሠራ ፡ ሥራ ፡
 ከሁለት ፡ እንደምትከፈል ፡ ይሆናል ። ከእነርሱ ፡
 ም ፡ እንድ ፡ ሊያደርጉት ፡ የሚገባ ፡ በሥራውም
 ሁሉ ፡ በዘመኑም ፡ ሁሉ ፡ ሊተውት ፡ የማይገባ ፡
 ፍርድ ፡ ነው ። እርሱን ፡ ስለአዘዘ ፡ ከእርሱም ፡
 ሰለ ፡ እልከለከለ ፡ ሌላ ፡ ትእዛዝም ፡ እለ ፡ ይኸ
 ውም ፡ የእግዚአብሔር ፡ መንግሥት ፡ ያለ ፡
 እርሱ ፡ የማይገኝ ፡ እንደ ፡ ጥምቀተ ፡ ከርስትና ፡
 እንደ ፡ እምላካዊት ፡ ተዋሕዶ ፡ እንደ ፡ እካላ
 ትም ፡ ሦስትነት ፡ ያለ ፡ ነው ። ሐዋርያ ፡ ጳው
 ሎስ ፡ መልአክ ፡ ከሰማይ ፡ ወይም ፡ ሌላ ፡ እኛ ፡
 ካስተማርናችሁ ፡ ሌላ ፡ ያስተማራችሁ ፡ ቢኖር ፡
 የተለየ ፡ ይሁን ፡ እንዳለ ። (ገላ ፡ ፩ ፡ ፰) ። ሰለ
 መግደልና ፡ ሰለ ፡ ዝመት ፡ ቀጣት ፡ ግን ፡ እሊ
 ሀን ፡ ታላላቅ ፡ ኃጣውእ ፡ የሚሠሩ ፡ ሰዎች ፡
 የእግዚአብሔርን ፡ መንግሥት ፡ አይወርሱዋ
 ትም ፡ እለ ። (፩ ፡ ቆሮ ፡ ፮ ፡ ፱ - ፲፩) ።

፩ሺ፰፻፲፱ ወዳግምኒ ፡ ዘይደሉ ፡ ገዢሮቱ ፡ ወኅዲጎቱ ፡
 ዘከመ ፡ ጸሎት ፡ ወጸም ፡ ዘወትር ፡ ወተገዝሮሂ ፡
 ዘስምዐ ፡ ኮንዎ ፡ ከመ ፡ ድልው ፡ ወእቲ ፡ በጄኤ
 ፍና ፡ በከመ ፡ እቅድምን ፡ ዘከሮ ፡ ወዘይመሰሎ ፡
 ኪያሁ ፡ እምግብራት ፡ ዘልማድ ። ወለኮሎመ ፡
 እሕዛብ ፡ ዘለምመ ፡ ምግብራት ፡ ዘልማድ ፡ ዘት
 ግኒ ፡ በኅዚሆመ ። ወዐ ፡ ዘትከውን ፡ ኅግረ ፡
 በኅዘ ፡ ካልእኒሃ ፡ ከመ ፡ ቀረጸ ፡ ገጽ ፡ በኅዘ ፡
 ኢትዮጵያ ፡ ወኅዳ ፡ ወከመ ፡ ተላጽዮ ፡ ጽሕም ፡
 በኅዘ ፡ እፍርንጅ ፡ ወከመ ፡ ካህናተ ፡ ሮም ፡
 እለ ፡ ይላጽዩ ፡ ማእከለ ፡ አርእስቲዎመ ። ወእ
 መኒ ፡ ይቤሉ ፡ እሉ ፡ ጅቱ ፡ መዓርጋት ፡ ከመ ፡
 ሊቃን ፡ ጳጳሳቲዎመ ፡ እዘዘዎመ ፡ በዝንቱ ፡
 ንብሎመ ፡ ወከማሁ ፡ ትብጣውያንሂ ፡ እለ ፡
 ይትገዘሩ ፡ እብሕዎመ ፡ ሊቃን ፡ ጳጳሳቲዎመ ፡
 ከመ ፡ ይትገዘሩ ።

፩ሺ፰፻፲፱ ሁለተኛውም ፡ ሊሠሩትና ፡ ሊተዉት ፡ የሚ
 ገባ ፡ ነው ። ይኸውም ፡ እንደ ፡ ዘወትር ፡ ጸሎ
 ትና ፡ ጸም ፡ ያለ ፡ ነው ። እስቀድመን ፡ እንደተ
 ናገርን ፡ በሁለት ፡ ወገን ፡ የመስከሩለት ፡ ግዝረ
 ትና ፡ ከልማድ ፡ ሥራዎች ፡ ወገን ፡ እርሱንም ፡
 የሚመሰለው ፡ ነው ። ለእሕዛብም ፡ ሁሉ ፡ በእ
 ነርሱ ፡ ዘንድ ፡ የምትሻ ፡ የልማድ ፡ ሥራዎች ፡
 እሏቸው ። በሌሎች ፡ ዘንድ ፡ ተዋርዶ ፡ የምት
 ሆን ፡ ሥራም ፡ አለች ። በእትዮጵያና ፡ በኅዳ ፡
 ዘንድ ፡ ፊትን ፡ እንደመተፍተፍ ፡ በእፍርንጅም
 ዘንድ ፡ ጽሕምን ፡ እንደመላጫት ፡ እንደ ፡ ሮም
 ካህናትም ፡ መሃል ፡ ራሳቸውን ፡ እንደሚላ
 ጩት ፡ ያለ ፡ ነው ። እሊሀ ፡ ሁለቱ ፡ መዓርጋ
 ትስ ፡ ሊቃን ፡ ጳጳሳቲዎቸው ፡ ይህን ፡ እዝዘዋ
 ቸው ፡ ነው ። ቢሉ ፡ የሚገዘሩ ፡ ግብጾችም ፡
 ሊቃን ፡ ጳጳሳቲዎቸው ፡ እንዲገዘሩ ፡ እዝዘዋ
 ቸው ፡ ነው ። እንላቸዋለን ።

፩ሺ፰፻፲፱ ወዐ ፡ ዘይቤ ፡ ዘከመ ፡ ገብረ ፡ ሐዋርያ ፡ ግዝ
 ረተ ፡ በእንተ ፡ መፍቅድ ፡ ወበቀዳዳት ፡ ከማሁ ፡
 ገብሩ ፡ ትብጣውያን ፡ በእንተ ፡ መፍቅድ ፡
 ወበቀዳዳት ። ወመፍቅድስ ፡ በእንተ ፡ ዘኮን ፡
 ኅዳራን ፡ ማእከለ ፡ ግዙራን ፡ ወናሁ ፡ ጸኑ ፡ ወራ
 ዙቶመ ፡ ኅዘ ፡ ምግብራት ፡ እኩያት ፡ እስከ ፡
 ይትገዘሩ ፡ እምድነረ ፡ ነግእ ፡ ጥምቀተ ፡ ከር
 ሰትና ፡ ወእምን ፡ ዝንቱ ፡ ይትዐቀቡ ። ወካል

፩ሺ፰፻፲፱ ሐዋርያ ፡ ግዝረትን ፡ ሰለፈቃድና ፡ ሰለጥ
 ቅም ፡ እንደ ፡ እደረገው ፡ ግብጾውያንም ፡ ሰለ ፡
 ፈቃድና ፡ ሰለጥቅም ፡ እደረጉት ፡ የሚል ፡ እለ ።
 መፍቅድስ ፡ በግዙራን ፡ መካከል ፡ የሚኖሩ ፡
 ስለሆኑና ፡ ኅልማሳቸውም ፡ ጥምቀተ ፡ ከር
 ሰትናን ፡ ከመቀበል ፡ በኋላ ፡ እስኪገዘሩ ፡
 ድረስ ፡ ወይ ፡ ከፉ ፡ ሥራ ፡ እነሆ ፡ ስለአዘነ
 በሉ ፡ ነው ። ከዚህ ፡ ግን ፡ ይጠበቁ ። እነሆ ፡

አንቀጽ ፡ ፶፩ ፡

አት ፡ መፍቅዳት ፡ ዘናሁ ፡ ዘከርዎን ፡ ዘካልእ ፡
እምዞንቱ ፡ መጽሐፍ ፡

፩ሺ፷፻፲፫ ወበእንተ ፡ በቀዳሳት ፡ ናሁ ፡ ዘከረ ፡ ፩ዱ ፡
ጠበብ ፡ እምረላሰፍ ፡ አለ ፡ የእምፍ ፡ ጥበበ ፡
ዘበበገጽ ፡ ወይቤ ፡ አሰመ ፡ በተገዘር ፡ ይደክም ፡
ንዋየ ፡ ፍትወት ፡ ወየሐጽጽ ፡ ወዘንቱኒ ፡ በተ
ሰናዕም ፡ ድልው ፡ ውሐቱ ፡ በዛቱ ፡ ሥርዓት ፡
ቅድስት ፡

፩ሺ፷፻፲፬ ወተአምኖ ፡ ኃሳውእስ ፡ ፈውስ ፡ መንፈሳዊ ፡
ውሐቱ ፡ ወተሰምዮቱሂ ፡ በመንፈስ ፡ ዘያሰተዛ
ምድ ፡ ምስለ ፡ መንፈስ ፡ ቅዱስ ፡ በከመ ፡ ተዘ
ምድ ፡ ሥጋዊ ፡ ያሰተሳትፍ ፡ ምስለ ፡ ሥጋ ፡
ወበከመ ፡ ፈውስ ፡ ሥጋዊ ፡ ኢይትፈጸም ፡ ዘእ
ንበለ ፡ በእደ ፡ ቦቃቤ ፡ ሥራይ ፡ ጠቢብ ፡ ወኔር ፡
ወእመ ፡ አኮስ ፡ ኃዲገ ፡ ተፈውሶ ፡ ይኔይሰ ፡
እምተፈውሶ ፡ በእደ ፡ ቦብድ ፡ ወእኩይ ፡ ወዓዲ ፡
በተወክሮተ ፡ ድወይ ፡ ዘይገብሩ ፡ ሎቱ ፡ ዘይ
ሣንዮ ፡ እምዘይቤልም ፡ ወካዕበ ፡ በዘይትከ
ሀሎ ፡ ፈውሶት ፡ በከዋን ፡ ዘመን ፡ ወመካን ፡
ወክሂል ፡ ወእመ ፡ አኮስ ፡ አልቤቱ ፡ በቀዳሳት ፡
ወከማሁ ፡ መንፈሳዊኒ ፡

፩ሺ፷፻፲፭ ወእምከመ ፡ ኢተረክበ ፡ ማእምረ ፡ ፈውስ ፡
ኢትመጽእ ፡ ወናይት ፡ ወከማሁ ፡ በፎቱ ፡ ክፍል
ኮን ፡ ተአምኖ ፡ ኃሳውእ ፡ ዘይትፈቀድ ፡ ኢይት
ረከብ ፡ ውሰተ ፡ ገጽ ፡ ዘእንበለ ፡ በንስተት ፡
ወቦ ፡ እምሊቃን ፡ ጳጳሳቲዎመ ፡ አለ ፡ ከልሎ ፡
ኪያሁ ፡ በዓለም ፡ በእንተ ፡ ተኃየአተ ፡ አንብ
ሮቶመ ፡ ለቺቱ ፡ ውሳኔያት ፡ ዘኢይትፈጸም ፡
በወናይ ፡ ዘእንበለ ፡ ባቲ ፡ ወበከመ ፡ ኢኮነ ፡
ኩሎመ ፡ ሰብእ ፡ ፈቃድያን ፡ ዘይፈቅዱ ፡ ገበ ፡
ፈውስ ፡ ሥጋዊ ፡ ወከማሁ ፡ እንከ ፡ መንፈሳዊኒ
ወበከመ ፡ ኢኮነ ፡ ኩሎመ ፡ አለ ፡ ይፈቅዱ ፡
ኪያሁ ፡ ይፍቅድዎ ፡ ዘልፈ ፡ በኩሎ ፡ ደዌ ፡ ወከ
ማሁ ፡ መንፈሳዊኒ ፡ ካዕበ ፡

፩ሺ፷፻፲፮ ወበሰ ፡ ብወሕ ፡ ለሊቅ ፡ ዘውሐቱ ፡ ሊቀ ፡
ጳጳሳት ፡ ከመ ፡ ይወሰክ ፡ ዲዚሁ ፡ ወያንትግ ፡
እምኔሁ ፡ ዘኒ ፡ በእምሳን ፡ ዘይራእ ፡ ዘይከውን ፡
በቀዳሳት ፡ በከመን ፡ ወእእምር ፡ ከመ ፡ መፍ
ቅድ ፡ ሕግ ፡ ይትከፈል ፡ ኃበ ፡ ፎቱ ፡ አከፋል ፡
፩ዱ ፡ እምኔሁመ ፡ አሚን ፡ በእግዚአብሔር ፡
ልዑል ፡ ወካልእኒ ፡ ገዢ ፡ ዘያሁምሮ ፡

ሰለ ፡ ጠገርፍ ፡ ሰለ ፡ ግዛረት ፡

ከዚህ ፡ መጽሐፍ ፡ በሌላ ፡ የተናገሯቸው ፡ ሌሎ
ች ፡ መፍቅዳትም ፡ አሉ ፡

፩ሺ፷፻፲፫ ሰለጥቅምሰ ፡ ጥበብን ፡ ዘየወገኑ ፡ ከሚያውቁ
ከፈላሰፎች ፡ እንዱ ፡ ፈላስፋ ፡ በመገዘር ፡ የፍ
ትወት ፡ ዓባለ ፡ ዘርዕ ፡ ይደክማል ፡ ይቀንሳ
ልም ፡ ብሎ ፡ ተናገረ ፡ ይህም ፡ በስምምነት ፡
ከሆነ ፡ በዚች ፡ ቅድስት ፡ ሥርዓት ፡ የተገባ ፡
ነው ፡

፩ሺ፷፻፲፬ ኃጢአትን ፡ መታመን ፡ መንፈሳዊ ፡ ፈውስ ፡
ነው ፡ በመንፈስ ፡ መባሎም ፡ ሥጋዊ ፡ ተዘ
ምድ ፡ ከሥጋ ፡ ጋር ፡ እንደሚያዛምድ ፡ ከመን
ፈስ ፡ ቅዱስ ፡ ኃራ ፡ ሰለሚያዛምድ ፡ ነው ፡
ሥጋዊ ፡ ፈውስ ፡ ብልህ ፡ ቸር ፡ በሆነ ፡ በሐ
ኪም ፡ እጅ ፡ ካልሆነ ፡ በቀር ፡ እንደማይፈጸም ፡
ያለዚያሰ ፡ ሰነፍ ፡ ክፍ ፡ በሆነ ፡ ሐኪም ፡ እድና
ላሁ ፡ ከማሰት ፡ መድኃኒት ፡ ማድረጉን ፡
መተው ፡ ይሻላል ፡ ዳግመኛም ፡ መድኃኒት ፡
የሚያደርጉለት ፡ ድወይ ፡ ይባጅሃል ፡ ከአሉት ፡
ወገን ፡ የሚበጀውን ፡ በመቀበሉ ፡ ነው ፡ ዳግመ
ኛም ፡ እንደዘመኑ ፡ እንደቦታው ፡ እንደችሎ
ታው ፡ ሁናቱ ፡ በሚቻለው ፡ መድኃኒት ፡ ነው ፡
እንዲህ ፡ ካልሆነሰ ፡ ጥቅም ፡ የለውም ፡ መንፈ
ሳዊውም ፡ እንደዚሁ ፡ ነው ፡

፩ሺ፷፻፲፭ መድኃኒት ፡ በዋቂ ፡ ካልተገኘ ፡ ጢንነት ፡
አትመጣም ፡ (አትገኝም) ፡ እንደዚህም ፡
የሚሻ ፡ ኃጢአትን ፡ መታመን ፡ በውሰት ፡
ክፍል ፡ ሆነ ፡ በእንዳንድ ፡ ዘንድ ፡ ነው ፡ እንጂ ፡
በማናቸውም ፡ ዘንድ ፡ አይገኝም ፡ ከሊቃን ፡
ጳጳሳቲቻቸው ፡ ወገን ፡ እርሱን ፡ የከለከሉ ፡ በን
ሰም ፡ አሉ ፡ በእርሱዋ ፡ ካልሆነ ፡ በቅር ፡ በመ
ልካም ፡ የማይፈጸም ፡ ቺቱን ፡ ውሳኔዎች ፡ እንድ
ማድረግ ፡ ስለታወቀ ፡ ነው ፡ ሰዎች ፡ ሁሉ ፡ ሥጋ
ዊ ፡ ፈውስን ፡ የሚሹ ፡ ፈቃድዎች ፡ እንዳልሆኑ ፡
መንፈሳዊውም ፡ ደግሞ ፡ እንደዚሁ ፡ ነው ፡

፩ሺ፷፻፲፮ ለሊቅ ፡ የሚገባውም ፡ ይኸውም ፡ ሊቀ ፡ ጳጳ
ሳት ፡ ነው ፡ በዚህ ፡ ላይ ፡ ሊጨምር ፡ ከዚህም ፡
ሊያነድል ፡ ነው ፡ ይኸውም ፡ በከመን ፡ ጥቅም ፡
የሚሆነውን ፡ በማየቱ ፡ ልክ ነው ፡ የሕግ ፡
ፈቃድ ፡ ከውሰት ፡ ክፍል ፡ እንደሚከፈል ፡
ዕወቅ ፡ ከእነዚህም ፡ እንዱ ፡ በልዑል ፡ እግዚአ
ብሔር ፡ ማመን ፡ ሁለተኛውም ፡ ይሰ ፡ የሚያሰ

፩ሺ፰፻፲፯ ወቀዳማዊኒ : ፪ቲ : ክፍል : ዘውእቲ : ጽሑፍ
 ወውእቲ : ጽሑፍ : ቃል : ወትርጓሜቡ = ወለ
 ዘተጽሕፈሰ : ኢይክውኖ : ለመኑሂ : ከመ :
 ይወሰክ : ዲቤቡ : ወኢኮመ : ያንትግ : እም
 ኔቡ : በእንተ : ቃለ : ሐዋርያ : ዘይቤ :
 “መልእክ : እምሰማይ : ለእመ : መሀረ
 ክሙ : ካልእ : እምዘመዘርናክሙ : ንሕን :
 ውጉደ : ለይኩን” = ወትርጓሜቡሰ : ኢይክ
 ውኖ : ለመኑሂ : ከመ : ይፈክር : ውስቲቲ :
 ዘይትቃወሞ : ለዘተጽሕፈ : ወኢበዘተጋብእ :
 ላዕሌቡ : ወኢ : ላዕሰ : ዘተጽሕፈ : በምክሮሙ :
 ለብዙንን : እመተርጉማን : ማእምራን : ወቅ
 ዲሳን =

፩ሺ፰፻፲፰ ወዳግምኒ : ኅበ : ፪ቲ : ክፍል : ፩ዱ : እም
 ኔሆሙ : ዘዕወቅ : ውስተ : ዘተጽሕፈ : ዘው
 እቲ : ቃለ : መጻሕፍት : እምላካውያት : ወጉ
 ባኤያት : ውኩፋት : ዘከመ : ጸም : ወጸሎት :
 ወምጽዋት : ወዘይመሰሎ : ለዝንቱ = ወዝን
 ቱኒ : ይከውን : ከመ : ቀዳማዊ : በዘይትገ
 በር : ቦቲ : ኪያሁ = ወካልእኒ : ዘኢተግህደ :
 በመጻሕፍት : እንተ : እመርን : ኅቤሃ : ወኢ
 ኮን : ከሙተ : ይግበሩ : ባቲ : ወኢተረክበ :
 ጉባኤ : በእንተአሃ : አላ : ውእቲሰ : እምግብር :
 እንተ : ኢዘከርዋ =

፩ሺ፰፻፲፱ ወለዝንቱ : ባሕቲቲ : ቦቲ : መባሕት : ከመ :
 ይፍታሕ : ወይእስር : ወባሕቲ : ይግበር : በሥ
 ርዓተ : ውሳኔ = ቀዳሚሃኒ : ከመ : ይኩን :
 ፍጹመ : ልዙና : ዘእእምሮ : ጠባይዓዊ : ወረባ
 ኃዊ =

፩ሺ፰፻፳ ወዳግምኒ : ከመ : ይኩን : ጽሑፍ : በሃይማኖቲ :
 ዘየዐቅብ : ቦቲ : ሕገ : ሃይማኖት : ዘሀሎ : ዲበ :
 መሠረታቲሁ : ዘዘልፍ =

፩ሺ፰፻፳፩ ወሃልስ : ከመ : ይኩን : ምሁረ : በ፪ቲ :
 አሥራው : ፩ዱ : እምኔሆሙ : ቃለ : መጻሕ
 ፍት : እምላካውያት : ወትርጓሜሆን : ዘየገ
 ብር : ቦቲ : ወዳግም : ዘተጋብእ : ውጎብሩ :
 ላዕሌቡ : ማጎበረ : ቅዱሳን : ማእምራን : ወዘ
 ጎብሩ : ላዕሌቡ : ካዕበ : ከመ : ይኩኑ : ስንእ
 ዋን : ላዕለ : ዘጎብሩ : ቦቲ : ወይለብውዎ :
 በጥዩቅ : ለዘተናፈቁ : በእንተአሁ : ወይትእ
 መንዎ : ለዘተሰንአወ : ላዕሌቡ =

ኘውን : ሥራ : መሥራት : ነው =
 ፩ሺ፰፻፲፯ መጀመሪያው : ሁለት : ክፍል : ነው = ይኸ
 ውም : መጻፍ : ነው = እርሱም : ንባቡንና : ትር
 ጓሚውን : መጻፍ : ነው = የተጻፈውን : ግን :
 ለማንም : ቢሆን : በእርሱ : ሊጨምር : ከእ
 ርሱም : ሊያጎድል : አይገባውም = ሐዋርያ :
 እኛ : ካስተማርናችሁ : ሌላ : መልእክ : ከሰ
 ማይ : በያስተምራችሁ : የተሰየ : ይሁን : ስለ
 አለ : ነው = ትርጓሜውም : የተጻፈውን :
 ወይም : የተባበሩትን : ቅዱሳን : ሰዎች : ከሚ
 ሆኑ : ከመተርጎማን : ወገን : በብዙዎች :
 ምክር : የተጻፈውንም : የሚቃወም : አድርጎ :
 ይተረጉም : ዘንድ : ለማንም : አይገባውም =

፩ሺ፰፻፲፰ ሁለተኛውም : ሁለት : ክፍል : ነው : ከእነር
 ሱም : እንዲ : በተጻፈው : የታወቀ : ነው =
 ይኸውም : የቅዱሳት : መጻሕፍትና : ተቀባይ
 ነት : ያላቸው : የገባኤያት : ቃል : ነው = ይኸ
 ውም : እንደጸምና : እንደጸሎት : እንደምጽ
 ዋትም : ይዘንም : እንደመሰለ : ያለ : ነው =
 ይኸውም : በሚሠራበት : ገንዘብ : እንደፊት
 ኛው : ይሆናል = ሁለተኛውም : በጠቀሰነው :
 መጽሐፍ : ያልተነገረ : ይሠሩበትም : ዘንድ :
 ግልጽ : ያልሆነ : ነው = ስለእርሱም : ጉባኤ :
 አልተደረገም = ከአልጠቀሱት : ሥራ : ወገን :
 ነው : እንጂ =

፩ሺ፰፻፲፱ በዚህ : ብቻ : ሊፈታ : ሊያስር : ሥልጣን :
 አለው = ነገር : ግን : በውሳኔ : ደንብ : ያድርግ :
 መጀመሪያዎም : በጠባይሰዊና : በጠቃሚ :
 እእምሮ : ፍጹም : ይሆን : ዘንድ : ነው =

፩ሺ፰፻፳ ሁለተኛው : በዘለዓለም : መሠረቶቹ : የአለ :
 የሃይማኖቱን : ሕግ : በሚጠብቅበት : በሃይ
 ማኖቲ : የጠራ : ይሆን : ዘንድ : ነው =

፩ሺ፰፻፳፩ ሦስተኛ : በሁለቱ : መሠረቶቹ : የተማረ :
 ይሆን : ዘንድ : ነው = ከእነርሱም : አንዱ : የቅ
 ዲሳት : መጻሕፍት : ቃልና : የሚተባበር : ትር
 ጓሚያቸው : ነው = ሁለተኛው : ቅዱሳን : ሰዎ
 ጭች : የሆኑ : የተባበሩበትና : አንድ : የሆኑበት :
 ዳግመኛም : በተባበሩበት : ላይ : የተሰማሙ :
 ይሆኑ : ዘንድ : የተባበሩበት : ነው = ስለእር
 ሱም : የተለያዩበትን : በጥንቃቄ : ያስተው
 ሉት : የተሰማሙበትንም : ይመኑበት =

አንቀጽ : ፶፩ ።

፩ሺ፰፻፳፪ ማለት ፡ አእምሮተ ፡ እምሳል ፡ ዘያዘጽሕ ፡ ኅበ ፡ አግብአተ ፡ እዕቡቅ ፡ ዘንቡር ፡ ላሶሊሃ ፡ ኅበ ፡ ሥርወ ፡ ጉንድ ፡ ዘትትበሃል ፡ ባቲ ፡ ኅበ ፡ ትርጓሜያት ፡ ወጉባኤያት ፡ እንተ ፡ ተሰነእወ ፡ ባቲ ።

፩ሺ፰፻፳፫ ወራብሶኒ ፡ ትእዛዝ ፡ ከመ ፡ ይኩን ፡ ማእምረ ፡ በገሃድ ፡ ወልማድ ፡ እምግብራት ።

፩ሺ፰፻፳፬ ወጎምስ ፡ ከመ ፡ ይኩን ፡ ትሩፈ ፡ ምግባር ፡ በውስተ ፡ ነፍሱ ፡ ወሥጋሁ ፡ በዘይከውን ፡ ወኩፈ ፡ ትእዛዝ ፡ ዘአሁ ፡ በኅበ ፡ ሕዝብ ።

፩ሺ፰፻፳፭ ሳድስ ፡ ከመ ፡ ይርእይ ፡ ዘይሠርዖ ፡ ሎሙ ፡ ዘይትከሀሎሙ ፡ ፀዋሮቲ ፡ በመዋዕሊሁ ፡ ወለዘ ይከውኑ ፡ እሙንቲ ፡ ነዳያን ፡ ላዕሌሁ ፡ እም ሳለ ፡ ዘይረብኖሙ ፡ ትምህርተ ፡ ለባዊተ ፡ ዘይ ጠናቀቁ ፡ ባቲ ፡ ሐልዮታቲሆሙ ፡ ወቀንዮተ ፡ ፈቃዳቲሆሙ ፡ ዘትሜኒ ፡ ባቲ ፡ ገድሎሙ ፡ ወት ትፈጸም ፡ ባቲ ፡ እምልኮቶሙ ፡ ወእንተ ፡ ትደሉ ፡ ለሠናይቶሙ ፡ ወግብረ ፡ ሥርዓቶሙ ፡ ዘትትፈጸም ፡ ባቲ ፡ ሃይማኖቶሙ ፡ ጥዩቀ ፡ ወዘ ይረትፅ ፡ ባቲ ፡ ግብርሙ ፡ በዓለሞሙኒ ፡ ወደ ኃሪቶሙኒ ።

፩ሺ፰፻፳፮ ወሳብፅ ፡ ከመ ፡ ይትማከር ፡ በዘይፈትሕ ፡ ወዩለስር ፡ ምስለ ፡ ማእምራን ፡ ወንጹሐን ፡ እም ካወናቲሁ ፡ ወሕዝቡ ፡ ወመኳንንቲሁ ፡ ወቅሩ ባኒሁ ፡ ዘታሕተ ፡ ሥልጣኑ ፡ በባሕቲቶሙ ፡ ወበተጋብእ ፡ ወእምድኅረ ፡ ተሰነእወ ፡ ቦቲ ፡ ይጽሕፍ ፡ ተዝኅረ ፡ ነገር ፡ ምክንያተ ፡ በተጋ ብእ ፡ በእንቲእሁ ፡ ወተመክንዮተ ፡ በቀዳት ፡ ዘቦቲ ፡ ወከዋን ፡ ተሰናእዖ ፡ ዘካወናት ፡ ወመኳ ንንት ፡ ዘላሶሊሁ ። ወለእመኒ ፡ ኮነ ፡ ግብረ ፡ ዐቢዮ ፡ ይደሉ ፡ ከመ ፡ ይትጋብእ ፡ በእንቲእሁ ፡ ኤጲስቆጶስት ፡ ወዐበይተ ፡ ካወናት ፡ ወመኳ ንንት ፡ ወዘቦቲ ፡ እእምሮ ፡ ወገቢረ ፡ ጽድቅ ። ወይጽሕፍ ፡ ጽሕፈተ ፡ እደሎሙ ፡ ላዕለ ፡ ዘተ ጽሕፈ ፡ ወያዕልወ ፡ እምኒሁ ፡ መጻሕፍተ ፡ ወያንብብዎሙ ፡ ውስተ ፡ እብያተ ፡ ከርስቲያ ናት ፡ ቅድመ ፡ ካወናት ፡ ቅድመ ፡ ነፍሱ ፡ ውስተ ፡ ብሐር ፡ ወእወገር ።

፩ሺ፰፻፳፯ ክፍል ፡ በእንተ ፡ ዘይደሉ ፡ ተእንዞ ፡ ምስለ ፡

ስለ ፡ ጠገርፍ ፡ ስለ ፡ ግብረት ።

፩ሺ፰፻፳፰ ሦስተኛውም ፡ በእርስዋ ፡ ላይ ፡ ያሉ ፡ ትርጉን ሚሮችን ፡ በትርጓሜና ፡ በተሰማሙባት ፡ ጉባኤ ፡ ወደምትነገር ፡ ወደግንደ ፡ ሥር ፡ ወደ መመለስ ፡ የሚያደርስ ፡ ምሳሌን ፡ ማወቅ ፡ ነው ።

፩ሺ፰፻፳፱ ዐራተኛውም ፡ ትእዛዝ ፡ ከሥራዎች ፡ ወገን ፡ በግልጽና ፡ በልማድ ፡ በዋቂ ፡ ያሆን ፡ ዘንድ ፡ ነው ።

፩ሺ፰፻፳፻ እምስተኛው ፡ በሕዝብ ፡ ዘንድ ፡ ተቀባይ ፡ በሚሆን ፡ ገንዘብ ፡ በነፍስና ፡ በሥጋወ ፡ በሥራ ፡ ፍጹም ፡ ያሆን ፡ ዘንድ ፡ ነው ።

፩ሺ፰፻፳፻፩ ጌኛ ፡ በዘመኑ ፡ የሚሠራላቸው ፡ ሥርዓት ፡ መሸከሙ ፡ የሚቻላቸው ፡ እንደሆነ ፡ ወይም ፡ እነርሱ ፡ በእርሱ ፡ ላይ ፡ ችግሮች ፡ የሚሆኑ ፡ (የማይችሉት) ፡ እንደሆነ ፡ ይመለከት ፡ ዘንድ ፡ ነው ። እሳቦቻቸው ፡ የሚታረሙባት ፡ ፈቃዶቻቸው ፡ የሚገዙባት ፡ ገድላቸው ፡ የምትበጅ ባት ፡ እምልኮታቸው ፡ የምትፈጸምበት ፡ ለመልካምነታቸውና ፡ ለሥርዓታቸው ፡ ግብር ፡ የምትገባ ፡ ሃይማኖታቸው ፡ በእርግጥ ፡ ፍጹም ፡ የምትሆንባት ፡ በዓለማቸውና ፡ በመሠረዳቸውም ፡ (በኋላኛው) ፡ ሥራቸው ፡ የምትቀናባት ፡ ልባዊት ፡ ትምህርትን ፡ እንደሚጠቅማቸው ፡ ነው ።

፩ሺ፰፻፳፻፪ ስባተኛውም ፡ ስለሚፈታውና ፡ ስለሚያስረው ፡ ከካወናቲ ፡ ወገን ፡ ከዐዋቆችና ፡ ከንጹሐን ፡ ከሕዝቡ ፡ ከመኳንንቲ ፡ ከሥልጣኑ ፡ በታች ፡ ከእሉ ፡ ከባለሚሎቹም ፡ ጋር ፡ በየብቻቸው ፡ በሰብሰባም ፡ ይማከር ፡ ዘንድ ፡ ነው ። ከተሰማሙበት ፡ በኋላ ፡ ስለእርሱ ፡ የተሰበሰቡ በትን ፡ የነገሩን ፡ ማስታወሻ ፡ በእርሱ ፡ የሚገኘውን ፡ የጥቅሙን ፡ ምክንያት ፡ በእርሱም ፡ ላይ ፡ የካወናቲና ፡ የመኳንንቲን ፡ የስምምነት ፡ ሁኔታ ፡ ይጻፍ ። ነገሩ ፡ ታላቅ ፡ ቢሆን ፡ ስለእርሱ ፡ ኤጲስቆጶስትና ፡ ከካወናት ፡ አለቆች ፡ መኳንንትም ፡ እውተኛና ፡ የእውነት ፡ ሥራ ፡ ያለውም ፡ ሊሰበሰቡ ፡ ይገባል ። በተጻፈውም ፡ ላይ ፡ በእጃቸው ፡ ፈርማ ፡ ይፈርሙ ። (በእጃቸው ፡ ጽሕፈት ፡ ይጻፍ) ፡ ከእርሱም ፡ ደብዳቤዎችን ፡ ገልብጠው ፡ በካወናቲና ፡ በሁሉ ፡ ፊት ፡ በገጠርና ፡ በከተሞች ፡ በየቦታ ፡ ክርስቲያኑ ፡ ያንብቡላቸው ።

፩ሺ፰፻፳፻፫ ክፍል ፡ ፍጹሚዋ ፡ ከኒቅያ ፡ ጉባኤ ፡ ጋር ፡

ቀኖና : ኒቅያ : ተፍጻሚታ : ወይትጎሠሥ :
ዝንቱ : ውስተ : መጻሕፍተ : እግዚአብሔር :
ወይጠይቅ : እምሐራ : ቤተ : ክርስቲያን :
እስመ : የእምር : ውእቱ : ከመ : እዘዘ : እግዚ
አብሔር : በእንተዝ : ነሱ : ወለእመሰ : ተዐ
ደወ : ፩ዱ : ዘእቅደምን : ነገሮቶ : እስመ :
ውእቱ : ተቃወሞ : ለእግዚአብሔር ።

፩ሺ፰፻፳፰ ወይቤ : እግዚእን : በወንጌል : “ዘስ : ኮን :
እምእግዚአብሔር : ውእቱ : ይሰምዕ : ነገረ :
እግዚአብሔር : ወዳዲ : ይቤ : ብዑዕ : ውእቱ :
ዘይሰምዕ : ነገረ : እግዚአብሔር : ወየዐቅቦ ።
ወይቤ : ለኦርዳኢሁ : ዘሰምዐ : እምእክሙ :
ኪያየ : ሰምዐ : ወዘዐበየክሙ : አበየኒ” ።

፩ሺ፰፻፳፱ ወይቤሉ : ሐዋርያትኒ : በውስተ : ተፍጻ
ሚተ : ተኖኖት : ዘኑላላላ : ሃወኒቱ : ንኤዝዘ
ክሙ : ንእን : ኦ : ኤጲስቆስታስት : ዘንተ : ተኖኖት :
ወለእመ : ነበርክሙ : ዞቱ : ትትባልሔ : ወት
ክውን : ሰላም : ለክሙ : እስከ : ፍጻሜ ። ወለ
እመሰ : እተወከፍክሙ : ወእተእዘዝክሙ :
ለዘውስቴቱ : ይእዜ : ትክውኑ : ለሰላቅ :
ወታኑብሩ : ንዘን : በበያኖተክሙ : ወእምድኅ
ረዝ : ትንሥእ : ነኑንኔ : ዘይያሉ : ለዕልወታቱ
ክሙ ።

፩ሺ፰፻፴ ወእግዚአብሔር : ባሕቲቱ : ወወልዱ : ኢየ
ሱስ : ክርስቶስ : ወመንፈስ : ቅዱስ : ፈጣሪ :
ነሱ : ፍጥረታት : ይረሲክሙ : ፩ደ : ሥጋ :
ለዮልክሙ : በብዝኅ : ሰላሙ ። ወያስተዳሉ :
ለክሙ : ነሱ : ሠኖየተ : ከመ : ኢትትመየሙ :
ወትኩኑ : ዘእንበለ : ደንስ : ወዘእንበለ : ኃጢ
እት ። ወይረሲክሙ : ድልዋን : ለማኅደረ :
ሕይወት : እስከ : ለዓለም : እመንገለ : ወልዱ :
ፍቱር : ኢየሱስ : ክርስቶስ : እግዚአብሔር :
ፈጣሪ : መድኃኒን : ዝንቱ : ዘበእንተአዙ : ምስ
ሊሁ : ስብሐት : ወምስለ : መንፈስ : ትዱስ :
እስከ : ለዓለም : ዓለም : አሜን ።

መያያዝ : ስለሚገባ : ይናገራል ። ይህ : ከእግዚ
አብሔር : መጻሕፍት : ይመርምር ። ከቤተ :
ክርስቲያን : ጭፍሮችም : ይረዳ ። ስለዚህ :
ሁሉ : እግዚአብሔር : እንደእዘዘ : ርሱ : ያውቃ
ልና ። እንድ : ሰው : እስቀድመን : የተናገርን
ውን : ቢደፋፈር : ግን : ርሱ : እግዚአብሔርን :
ተቃወመ : እኮ ።

፩ሺ፰፻፳፰ ጌታችንም : በወንጌል : “ከእግዚአብሔር :
የሆነ : ግን : እርሱ : የእግዚአብሔርን : ነገር :
ይሰማል : እለ ። (ዮሐ : ፰ : ፵፯) ። ዳግመኛም :
የእግዚአብሔርን : ነገር : ሰምቶ : የሚጠብ
ቀው : ብፁዕ : ነው : እለ ። (ሉቃ : ፲፩ : ፳፰) ።
ለደቀ : መዛሙርቱም : እናንተን : የሰማ : እኔን
ሰማ : እናንተንም : እንበ : ያለ : እኔን : እንበ :
እለ : እለ ። (ሉቃ : ፲ : ፲፮) ።

፩ሺ፰፻፳፱ ሐዋርያትም : ቍጥርዋ : ፶፮ : በምትሆን :
በመጻፋቸው : መጨረሻ : ኤጲስቆስታስት : ሆይ :
እኛ : ይህን : ትእዛዝ : እናዝዛችኋለን ። በእር
ሱም : ብትኖሩ : ትድናሳችሁ ። እስከ : መጨ
ረሻም : ድረስ : ሰላም : ለእናንተ : ትሆናለች :
እሉ ። ባትቀበሉ : ግን : ዛሬም : በውስጡ : ሳላ
ችሁበት : ባትታዘዙ : ለመዘባበቻ : ትሆናላ
ችሁ ። እርስ : በእርሳችሁም : ንዘንን : ታኖራ
ሳችሁ ። ከዚህም : በኋላ : ስወንጀለኛነታችሁ :
የሚገባ : ቅጣትን : ትቀበላላችሁ ።

፩ሺ፰፻፴ ብቸኛው : እግዚአብሔር : ልጁ : ኢየሱስ :
ክርስቶስም : ፍጥረቶችን : ሁሉ : የፈጠረ : መን
ፈስ : ቅዱስም : በሰላሙ : ብዛት : ሁላችሁን :
አንድ : ሥጋ : ያደርጋችሁ ። በጎውንም : ነገር :
ሁሉ : ያዘጋጅላችሁ ። እንዳትመስሱ : ያለ :
ነውርና : ያለ : ኃጢእት : ትሆኑ : ዘንድ ።
እስከ : ዘለዓለሙ : ድረስ : ለሕይወት : ማደ
ሪያ : የበቃችሁ : ያደርጋችሁ ። እርሱ : ፈጣሪ :
መድኃኒታችን : እግዚአብሔር : በልጁ : በወ
ዳጁ : በኢየሱስ : ክርስቶስ : በእርሱ : ክእርሱ :
ጋራ : ከመንፈስ : ቅዱስም : ጋራ : እስከ : ዘለ
ዓለሙ : ክብር : ምስጋና : ይግባው : እሜን ።

አንቀጽ ተዋርሶ ።

ዘተሰነዐወ : ሳዕሊሁ : እግዚእ : እባ : ቁርሱስ :
ሊቀ : ጳጳሳት : ዘእለ : እስክንድርያ : ምስለ :
ኤጲስቆስታስቲሁ : ወሊቃውንቲሁ : ወመኳንንቲሁ

የመወራረስ አንቀጽ ።

የእስክንድርያ : ሊቀ : ጳጳስ : ጌታ : እባ : ቁር
ሱስ : ከኤጲስቆስታስቲ : ከሊቃውንቲና : ከመኳ
ንቲ : ጋራ : የተሰማሙበት : ነው ።

አንቀጽ : ተዋርሶ ።

የመወራረስ : አንቀጽ ።

፩ሺ፰፻፴፩ ወውእቱ : ጅቱ : ምዕራፍ : ወመብዝህቲኒ :
 እምነ : ዘጸሐፎ : እባ : ቆዝሞስ : ፩ዱ : እምሊ
 ቃነ : ጳጳሳት : ዘእለ : እስከንድርያ : ወይቤ :
 በተፍጻሜቱ : ከመ : ውእቱ : እምዘ : ሠርዕዎ :
 እምሊቃነ : ሕግ : ወተረፈ : ዚእሁ : እምልብ :
 ወዘልማድ ። ወዝንቱ : ተሠርዕ : እመ : ፲ወጌኡ
 ሰወርጎ : መስከረም : በ፱፻፶፰ቲ : ዓመተ :
 ሰማዕታት : ንጹሐን : ወእምልደተ : እግዚእነ :
 ኢየሱስ : ክርስቶስ : በ፲፫፻፱፻፵፱ ወ፩ዱ : ዓመት ።
 ትንብልናሆሙ : ተሀሉ : ምስለ : ዙሎሙ :
 ክርስቲያን : ሰዓለመ : ዓለም : እሚን ።

፩ሺ፰፻፴፪ ምዕራፍ : በእንተ : ዘያቀድሙ : ገቢረ : በዘ
 ተጎድጎ : ሰወረስ ። ያቅድሙ : ሤጠ : ግንዘቲ :
 ወእስተዋዕለተ : መቃብሩ : ወግብረ : ግንዘቲ :
 ወእምዘ : ይፍዲ : ዕዳ : ዘሀሎ : ላዕለ : ምዉት ።
 ወሰእመ : ኮነ : ንዋይ : ዘጎደጎ : ኢየእክል :
 ሰፈድየ : ልቃሕ : ወራሲኒ : ሰእመ : ኢወረሶ :
 ሰንዋይ : ኢይእኅዞ : ፈድየ : ዕዳ : ዘልቃሕ ።
 ወእመስ : ነሥአ : ኪያሁ : ይጽሐፎ : በቅድመ :
 ሰማዕት : ወየሀቦ : ለኰሎ : ለለ : ፩ዱ : እምእብ
 ዕልተ : ዕዳ : ወትእዛዛትስ : በከመ : እምጣነ :
 ንዋይ ። ወሰእመ : መጽእ : ካልእ : ዘሎቲ :
 ዕዳ : ያግብእ : ከፍሎ : ጎበ : ዋንተ : ርስት :
 ዙጎደጎ : እምንዋይ ። ወሰእመ : ኮነ : ወራሲሁ :
 ዘተመጠዎ : ወእፈለጠ : ኪያሁ : በሰምዕ :
 ይደልዎ : ከመ : ይፍዲ : ንዋዮሙ : እምድጎረ :
 አጠየቁ : በሰምዕ : ርቱዕ ።

፩ሺ፰፻፴፫ ወእምድጎረ : ውእቱ : እብአተ : ቍርባናት :
 ዘዕዉቅ : ወበዕዕታት : እምላካውያት : ወእም
 ትእዛዘ : ሕግ : እምላካዊት : በከመ : መንፈቀ :
 ንዋዮ : ወእመኒ : ራብዕተ : እዴሁ : ሰዘጎደጎ : ባሕ
 ቲቲ : ወእመ : ኮነ : መንፈቀ : ንዋይ : ርትቀ :
 ይክፍልዎ : ሰንዋይ : ዘሀሰወ : ወዘርጉቅሂ :
 ይክፍልዎ : ማእከለ : እሉ : ዘተእዘዘ : ሎሙ :
 ወማእከሰ : ወራሲ : በበክፍሎሙ ። ወሰእመ :
 ኢሀሰወ : በመጽሐፈ : ትእዛዘ : ውሂበ : ምጽ
 ዋት : መፍትሔ : ከመ : ይፍልጡ : እምነ : ዘጎ
 ደጎ : ምጽዋተ : በሥምረተ : ወራሲ : ወበሥም
 ረቲ : ሰዘተእዘዘ : ሎቲ ።

፩ሺ፰፻፴፬ ወኢይትጋሠሥዎሙ : ለሰብእ : ምዉት :
 በዕዳሁ : ወኢ : በዕዳሆሙ : በምንትኒ : እስከ :
 ማ : መዋዕል ።

፩ሺ፰፻፴፭ ይኸውም : ስምንት : ምዕራፍ : ነው ። እብ
 ዛኛውም : ከእስከንድርያ : ሊቃነ : ጳጳሳት :
 እንዱ : እባ : ቆዝሞስ : ከጸፈው : ነው ። በመ
 ጨረሻውም : የሕግ : ሊቃውንት : ከጸፉት :
 የቀረውም : ከልብና : ከልማድ : የተገኘ : እን
 ደሆነ : ተናገረ ። ይህም : በመስከረም : ወር :
 ፲፯ : ቀን : በ፱፻፶፰ : ንጹሐን : በሆኑ : በሰማ
 ዕታት : ዘመን : ጌታችን : ኢየሱስ : ክርስቶስም
 በተወለደ : በእንድ : ሺ : ሁለት : መቶ : ዐርባ :
 እንድ : ዘመን : ተጸፈ ። ልመናቸው : ከክርስቲ
 ያን : ሁሉ : ጋር : ለዘለዓለም : ትኑር : እሚን ።

፩ሺ፰፻፴፮ ምዕራፍ ። ለውርስ : በተወው : ገንዘብ :
 መሥራትን : በለሚያስቀድሙ : ይናገራል ።
 የመግነዘን : ዋጋና : የመቃብሩን : መዋጮ :
 የመግነዘንም : ሥራ : ያስቀድሙ ። ከዚህ :
 በኋላም : በሚቹ : ላይ : ያለውን : ዕዳ : ይክ
 ፈል ። የተወው : ገንዘብ : ብድሩን : ለመክ
 ፈል : የማይበቃ : ቢሆን : ወራሽም : ገንዘቡን :
 ካልወረሰው : የብድርን : ዕዳ : መክፈል : እይ
 ዘውም ። ቢወርሰው : ግን : በምስክር : ፈት :
 ይጸፈው ። ከባለዕዳዎችም : ለያንዳንዱ : ለሁሉ
 ይብጠው ። (ትእዛዝ) እከፋፈሉ : ግን : እንደ
 ገንዘቡ : መጠን : ነው ። ሌላም : ዕዳ : ያለውም
 ቢመጣ : ከገንዘቡ : ወደተወው : ወደርስቲ :
 መጀመሪያ : ድርሻውን : ያግባ ። ወራሹም :
 በምስክር : ያነን : ለይቶ : ያልተቀበለ : ቢሆን :
 በታመነ : ምስክር : ካረጋገጡ : በኋላ : ገንዘባ
 ቸውን : ሊከፍል : ይገባዋል ።

፩ሺ፰፻፴፯ ከዚህም : በኋላ : የታወቀውን : ቍርባና :
 እምላካውያት : ብዕዳቶችን : ማስገባት : (መስ
 ጠት) : ይገባል ። ከእምላካዊት : ሕግ : ትእዛ
 ዝም : የተነሣ : እንደገንዘቡ : እኩሌታ : ከተ
 ወውም : ገንዘብ : አራተኛውን : እጅ : ቢሆ
 ንም ። የገንዘቡ : እኩሌታ : የራቀ : ቢሆንም :
 ያለውንና : የራቀውን : ገንዘብ : በታዘዘላቸው :
 ሰዎችና : በወራሽ : መካከል : በየድርሻቸው :
 ይክፈሉት : በትእዛዝ : (በጉዛዜ) : ደብዳቤ :
 ምጽዋት : ስጡልጎ : ባይኖር : ከተወው : ገን
 ዘብ : በወራሽ : ፈቃድና : በታዘዘለት : ሰው :
 ፈቃድ : ለምጽዋት : ሊሰዩ : ይገባል ።

፩ሺ፰፻፴፱ የሚችን : ሰዎች : በእርሱ : ዕዳ : ወይም :
 በራሳቸው : ዕዳ : እስከ : ማ : ቀን : ድረስ : በም
 ንም : እይጠይቋቸው ።

፩ሺ፰፻፴፮ ምዕራፍ : ዘብእሲት : ምስለ : ወራስያን : ምታ ። ለእመ : ኮኑ : ውሉዳ : ወሶበሂ : ይከውኑ : ቸተ : ወመትሕተ : ወላቲ : ምስሌሆሙ : ራብዕተ : እድ ። ወለእመ : ኮኑ : ፀተ : ወላዕለ : ወላቲ : ከመ : ዘ፩ዱ : እምውሉዳ ። ወለእመ : ኮኑ : ዘመዱ : መንፈቁ : ይኩን : ላቲ : ወሎሙኒ : መንፈቀ : ዚአሁ ። ወእመስ : አልቦቱ : ወራሲ : ዘይዘመዶ : ይኩን : ላቲ : ነሉ : ዘኅደገ : ወለምታኒ : ፍትሐ : ዚእሃ ።

፩ሺ፰፻፴፯ ለፈጋሪኒ : ወለፍኅርት : ለእመ : ተዳደቃ : ሞት : ለብእሲትኒ : ያግብእ : ፈጋሪ : አው : ወራስያኒሁ : እምድኅሬሁ : እምንዋየ : ብእሲት : እው : እምሰብእ : ዚእሃ : ነሉ : ዘነሥኡ እምኔሁ : ሕዌ : ወእምኃ : እንበለ : ዘተበልዐ : ወዘተሰትየሂ : ወዘይመስሎ : ለዝንቱ ። ወለእመ : ሞተ : ብእሲ : እንዘ : አልቦ : ዘይወርሶ : ይኅድጉ : ላቲ : ዘነሥኡት : እምኔሁ : አው : ሰብእ : ዚእሃ ። ወእመስ : ቦቱ : ዘይወርሶ : ታግብእ : ነሉ : ዘነሥኡት : እምኔሁ : ወእመኒ : ሰብእ : ዚእሃ : ሕዌ : ባሕቲቱ : ዘእንበለ : ካልኡ ።

፩ሺ፰፻፴፯ ምዕራፍ : ዘመዓርጋተ : ወራስያን : ቀዳሚ : መዓርግ : ዘውሉድ : ተባዕት : ወእንሱት : እለ : እውሰቡ : ወእለ : ኢያውሰቡ : ይረስዎሙ : በዕሩይ : ለአቡሆሙ : ወለእሞሙ ። ወእመቦ : እምኔሆሙ : ዘእዕረፈ : እምቅድመ : ዕረፍተ : ወላድያኒሁ : ወእትረፈ : ውሉድ : ይረሱ : ደቂቁ : ምስለ : እጋወ : እቡሆሙ : ወእጋተ : እቡሆሙ : እምነ : እምኔዎሙ : ወምስለ : እጋወ : እሞሙ : ወእጋተ : እሞሙ : እምነ : እምኔዎሙ : ዘኮነ : አቡሁ : ይወርሶ : ለእመ : ኮነ : ሕያወ : ውእቱ ። ወእምድኅረ : መዓርገ : ውሉድ : መዓርገሙ : ለውሉድ : ውሉድ : በበሙራዶሙ : መዓርግ : እምድኅረ : መዓርግ : በከመ : ዘከርነ : በመዓርገ : ውሉድ ።

፩ሺ፰፻፴፰ መዓርግ : ዳግሚት : ወለእመ : ኢተረከበ : ፩ዱ : እምነ : ዘርኡ : ለዘአዕረፈ : ይከውን : ነሉ : ርስተ : ዚእሁ : ለአቡሁ : ወለእመ : ለአቡሁ : ጀቱ : ማልስተ : እድ : ወለእመ :

፩ሺ፰፻፴፰ ምዕራፍ : ሴት : ከባልዋ : ወራሾች : ጋር : ልታደርገው : የሚገባውን : ይናገራል ። (ወራሾች) : ልጆቿ : ቢሆኑ : ቸ : ወይም : የሚያንሱ : ቢሆኑ : ለእርሱዋም : ከእነርሱ : ጋር : ዐራተኛ : እጅ : አላት ። ፩ : ወይም : የሚበዙ : ቢሆኑ : ለእርሱዋም : ከልጆቿ : እንደ : እንዱ : አላት ። ዘመዶቹም : ቢሆኑ : እኩሌታው : ለእርሱዋ : እኩሌታውም : ለእነርሱ : ይሁን ። የሚሳመደው : ወራሽ : ባይኖረው : ግን : የተወው : ገንዘብ : ሁሉ : ለእርሱዋ : ይሁን ። ለባልዋም : ለእርሱዋ : የተፈረደው : ነው ።

፩ሺ፰፻፴፯ ለአጫና : ለታጫችም : ሴቷን : ሞት : ድንገት : ቢያገኛት : እጮኛው : ወይም : ከእርሱ : በኋላ : ወራሾቹ : ከተበላገ : ከተጠጣ : ይህንም ከሚመስለው : በቀር : ከሴቷ : ገንዘብ : ወይም : ከለዎቿ : ከእርሱ : የተቀበሉትን : ሁሉ : ማጫውንና : እጅ : መንሻውን : ይመልስ : (ይቀበል) ። ወንድ : ወራሽ : ባይኖረው : ቢሞት : ከእርሱ : የተቀበለችውን : ወይም : ዘመዶቿ የተቀበሉትን : ይተዉላት ። ወራሽ : ቢኖረው : ግን : ከእርሱ : የተቀበለችውን : ሁሉ : ስዎቿም : የተቀበሉትን : ከሌላው : (ከትልወት) : በቀር : ማጫ : ብቻ : ሲቀር : ትመልስ ።

፩ሺ፰፻፴፰ ምዕራፍ : የወራሾችን : መዓርግ : ይናገራል ። መጀመሪያው : መዓርግ : የልጆች : ነው ። ወንዶችና : ሴቶች : ልጆች : ያገቡና : ያላገቡም : አባታቸውንና : እናታቸውን : በትከክል : ይውረሱላቸው ። ከወላጆቹም : ሞት : አለቀድሞ : ከእነርሱ : ወገን : የሞተ : ቢኖር : ልጆችንም : ቢያተርፍ : (ቢወልድ) : ከአያታቸው : ከተወለዱ : ከአባታቸው : ወንድሞችና : ከአባታቸው : እናቶች : ጋራ : ከአያታቸው : ከተወለዱ : ከእናታቸው : ወንድሞችና : ከእናታቸው : እናቶች : ጋራም : አባታቸው : ያኅና : ቢሆን : ኖሮ : ይወርስው : የነበረውን : ይውረሱ ። ከልጆችም : መዓርግ : ቀጥሎ : አንደ አወራረዳቸው : የልጅ : ልጆች : መዓርግ : ነው ። በልጆች : መዓርግ : እንደጠቀስነው : ከመዓርግ : ቀጥሎ : መዓርግ ።

፩ሺ፰፻፴፰ ሁለተኛይቱ : መዓርግ : ከሞተው : ሰው : ዘር : እንዱም : ባይገኝ : ርስቱ : ሁሉ : ለአባቱና : ለእናቱ : ይሆናል ። ለአባቱ : ከሦስቱ : እጅ : ሁለቱ : ለእናቱም : ከሦስቱ : እጅ :

እንቀጽ ፡ ተዋርሶ ።

፩ዱ ፡ ሣልስተ ፡ እድ ። ወእመቦ ፡ እምኔሆሙ ፡
ዘሞተ ፡ ይከውን ፡ ከፍሉ ፡ ለውሉዱ ፡ እለ ፡
እሙንቱ ፡ እኃዊሁ ፡ ወእኃቲሁ ፡ ለዘሞተ ።

፩ሺ፰፻፵፱ መዓርግ ፡ ሣልሲት ፡ ወለእመ ፡ እልቦቱ ፡
እብ ፡ ወኢ ፡ እም ፡ ከሉ ፡ ርስተ ፡ ዚእሁ ፡ ለእኃ
ዊሁ ፡ ወለእኃቲሁ ፡ ለተባዕት ፡ ወለእንስት ፡
በዕሩይ ፡ ፪ቱ ፡ ሣልስተ ፡ እድ ፡ ለእኃዊሁ ፡ ወእ
ኃቲሁ ፡ ዘእምእቡሁ ፡ ወ፩ዱ ፡ ሣልስተ ፡ እድ ፡
ለእኃዊሁ ፡ ወእኃቲሁ ፡ ዘእምእሙ ። ወይኩን ፡
ለእኁሁ ፡ ዘእምእቡሁ ፡ ወእሙ ፡ መንፈቀ ፡
ርስት ፡ ወለእኁሁ ፡ ዘእምእቡሁ ፡ ሣልስተ ፡
እድ ፡ ለባሕቲቱ ፡ ወለእኁሁኒ ፡ ዘእምእሙ ፡
ላድስተ ፡ እድ ። ወእመቦ ፡ እምእኃው ፡ ዘፍሁ ፡
እዕረፈ ፡ ወኅደገ ፡ ወልደ ፡ ይረስ ፡ ወልዱ ፡ ከፍለ ፡
እቡሁ ፡ ምስለ ፡ እኃወ ፡ እቡሁ ፡ ወእኃተ ፡
እቡሁ ፡ ወርስተ ፡ እሙኒ ፡ ይረስ ፡ ምስለ ፡
እኃወ ፡ እሙ ፡ ወእኃተ ፡ እሙ ። ወፍትሕኒ ፡
ዘበእንተ ፡ ውሉዶሙ ፡ እምድኅሬሆሙ ፡ ይከ
ውን ፡ ከመ ፡ ፍትሐሙ ፡ መዓርግ ፡ እምድኅረ ፡
መዓርግ ፡ በበመትልዎሙ ።

፩ሺ፰፻፶ መዓርግ ፡ ራብዒት ፡ ወለእመ ፡ ኢተረከበ ፡
፩ዱ ፡ እምእኃዊሁ ፡ ወእኃቲሁ ፡ ወዘርእሙ ፡
ይኩን ፡ ከሉ ፡ ርስቱ ፡ ዘኅደገ ፡ ፪ቱ ፡ እድ ፡ ለእ
ምኔው ፡ ወለእምኔውቱ ፡ ዘእቡሁ ፡ በዕሩይ ፡
ወ፩ዱ ፡ ሣልስተ ፡ እድ ፡ ለእምኔው ፡ ወእምኔ
ውቱ ፡ ዘእምእሙ ፡ በዕሩይ ። ወይከፍሉ ፡ ርስቶ ፡
ዘኅደገ ፡ ኅበ ፡ ፱ቱ ፡ ከፍል ፡ ፮ቱ ፡ ከፍል ፡ ለእ
ምኔው ፡ ወለእምኔውቱ ፡ ዘእቡሁ ፡ እው ፡
ለ፩ዱ ፡ እምኔሆሙ ፡ ሶበ ፡ ይትጋጣእ ፡ ካልኡ ፡
ምስለ ፡ ዘርኡ ፡ ወ፫ቱ ፡ ለእምኔው ፡ ወለእምኔ
ውቱ ፡ ዘእምእሙ ። ወእመቦ ፡ እምነ ፡ እምኔ
ዋት ፡ ዘእዕረፈ ፡ ይኩን ፡ ከፍሉ ፡ ለደቀቱ ፡
ምስለ ፡ እለ ፡ ተርፉ ፡ እምኔዋት ።

፩ሺ፰፻፵፩ መዓርግ ፡ ኃምሲት ፡ ወለእመ ፡ ኢተረከበ ፡
፩ዱ ፡ እምነ ፡ እምኔዋት ፡ ፱ቱ ፡ ለእለ ፡ ዘከርነ ፡
ለእኃወ ፡ እቡሁ ፡ ወለእኃተ ፡ እቡሁ ፡ ፪ቱ ፡

የመውረስ ፡ እንቀጽ ።

እንዱ ፡ እጅ ፡ ይገባል ። ከእነርሱም ፡ የሞተ ፡
ቢኖር ፡ ድርሻው ፡ ለልጆቹ ፡ ይሆናል ። እነዚ
ህም ፡ የሞተው ፡ ሰው ፡ ወንድሞቹና ፡ እጎቶቹ ፡
ናቸው ።

፩ሺ፰፻፵፱ ሦስተኛዬቱ ፡ መዓርግ ፡ እባት ፡ ወይም ፡
እናት ፡ ባይኖረው ፡ ርስቱ ፡ ሁሉ ፡ ለወንድሞ
ቹና ፡ ለእጎቶቹ ፡ ለወንዶችም ፡ ለሴቶችም ፡
በትክክል ፡ ይሁን ። ከሦስት ፡ እጁ ፡ ሁለቱ ፡
በእባቱ ፡ ወገን ፡ ላሉ ፡ ወንድሞቹና ፡ እጎቶቹ ፡
ከሦስት ፡ እጁም ፡ እንዱ ፡ በእናቱ ፡ ወገን ፡
ለእሉ ፡ ወንድሞቹና ፡ እጎቶቹ ፡ ይገባል ። በእባ
ቱና ፡ በእናቱ ፡ ወገን ፡ ለእለ ፡ ወንድሙም ፡
የርስት ፡ እኩሌታ ፡ በእባቱ ፡ ወገን ፡ ለሆነ ፡
ወንድሙም ፡ ሦስተኛ ፡ እጅ ፡ ብቻ ፡ በእናቱ ፡
ወገን ፡ ለሆነ ፡ ወንድሙም ፡ ስድስተኛ ፡ እጅ ፡
ከለድስት ፡ እንድ) ፡ ይገባል ። እነሆ ፡ ከወንድ
ሞች ፡ የሞተ ፡ ቢኖር ፡ ልጅም ፡ ቢተው ፡ ልጁ ፡
የእባቱን ፡ ድርሻ ፡ ከእባቱ ፡ ወንድሞችና ፡ ከእ
ባቱ ፡ እጎቶች ፡ ጋራ ፡ ይውረስ ። የእናቱንም ፡
ርስት ፡ ከእናቱ ፡ ወንድሞችና ፡ ከእናቱ ፡ እጎ
ቶች ፡ ጋር ፡ ይውረስ ። ከእነርሱም ፡ በኋላ ፡ ስለ
ልጆቻቸው ፡ የሚሆነው ፡ ፍርድ ፡ እንደ ፡ ፍርዱ
ቸው ፡ (እንደ ፡ እባቶች ፡ ፍርድ) ፡ ይሆናል ።
ከመዓርግ ፡ ቀጥሎ ፡ መዓርግ ፡ እንደእከታተላ
ቸው ።

፩ሺ፰፻፶ ዐራተኛዬቱ ፡ መዓርግ ፡ ከወንድሞቹና ፡ ከእጎ
ቶቹ ፡ ከዘሮቹም ፡ እንዱ ፡ ባይገኝ ፡ የተወው ፡
ርስቱ ፡ ሁሉ ፡ ሁለቱ ፡ እጅ ፡ በእባቱ ፡ ወገን ፡
ለእሉ ፡ ለወንድ ፡ እያቱና ፡ ለሴት ፡ እያቱ ፡ በት
ክክል ፡ ከሦስት ፡ እጁ ፡ እንዱም ፡ በእናት ፡
ወገን ፡ ለእሉ ፡ ለወንድ ፡ እያቱና ፡ ለሴት ፡
እያቱ ፡ በትክክል ፡ ይሁን ። የተወውን ፡ ርስቱ
ን ፡ ከዘመኝ ፡ ከፍል ፡ ይከፈሉት ። ስድስቱ ፡
ከፍል ፡ በእባቱ ፡ ወገን ፡ ለእሉ ፡ ለወንድ ፡ እያ
ቱና ፡ ለሴት ፡ እያቱ ፡ ወይም ፡ ሁለተኛው ፡
ከልጁ ፡ ጋራ ፡ ቢታጣ ፡ ከእነርሱ ፡ ለእንዱ ፡ ይገ
ባል ። ሦስቱም ፡ (ዕጣ) ፡ በእናቱ ፡ ወገን ፡ ለእሉ
ለወንድ ፡ እያቱና ፡ ለሴት ፡ እያቱ ፡ ይገባል ።
ከእያቶች ፡ ወገን ፡ የሞተ ፡ ቢኖር ፡ ድርሻው ፡
ከቀሩት ፡ እያቶች ፡ ጋር ፡ ለልጆቹ ፡ ይሁን ።

፩ሺ፰፻፵፩ እምስተኛዬቱ ፡ መዓርግ ፡ ከተናገርናቸው ፡
ከእራቱ ፡ እያቶች ፡ እንዱ ፡ ባይገኝ ፡ ከሦስቱ ፡
እጅ ፡ ሁለቱ ፡ በትክክል ፡ ለእባቱ ፡ ወንድሞ

እንቀጽ ፡ ተግርቦ ።

ሣልሰተ ፡ እድ ፡ በዕሩይ ፡ ወለእኃው ፡ እሙ ፡
ወእኃተ ፡ እሙ ፡ ሣልሰተ ፡ እድ ፡ በዕሩይ ፡
ወይክፍሉ ፡ ዘጎይገ ፡ ጎበ ፡ ጀቱ ፡ ከፍል ፡ በከመ ፡
አቅደምን ፡ ሠሪዐ ፡ ወናሁ ፡ ዘከርነ ፡ ፍትሐ ፡
እኃው ፡ ዘ፩ዱ ፡ ኦብ ፡ ወእሐቲ ፡ እም ፡ ምሰለ ፡
እኃው ፡ እለ ፡ ኢኮኑ ፡ እም፩ዱ ፡ እብ ፡ ወእሐቲ ፡
እም ፡ በውሰተ ፡ እንቀጽ ፡ እኃው ፡ ወለዘሂ ፡
ኦሪሪፈ ፡ እምኔሆሙ ፡ ወቦቱ ፡ ወልድ ፡ ይረሰ ፡
ወልዱ ፡ ዘኮነ ፡ ይወርሶ ፡ ኦቡሁ ፡ እመ ፡ ሕያው ፡
ውእቱ ፡ ወከማሁ ፡ ፍትሐ ፡ አዝርእቲሆሙ ፡
እምድጎሬሆሙ ፡ መዓርግ ፡ ድጎረ ፡ መዓርግ ፡
በበመትልምሙ ።

፩ሺ፰፻፵፪ መዓርግ ፡ ሳድሲት ፡ እበወ ፡ እምኔሆን ፡
ወእምኔሆት ፡ ወጎልቆሙ ፡ ጅቱ ፡ ወእመ ፡
ኢተረከበ ፡ ፩ዱ ፡ እምእለ ፡ ዘከርነ ፡ በመዓርግ ፡
ኃምሲት ፡ ጀቱ ፡ ሣልሰተ ፡ እድ ፡ ይኩን ፡ ለወ
ሳድያነ ፡ እምኔው ፡ ወወላድያነ ፡ እምኔውት ፡
ዘእምእብ ፡ በዕሩይ ፡ ወለዘሉ ፡ ለለ፩ዱ ፡ እም
እበዊሆሙ ፡ ለእምኔሆት ፡ ዘእመንገለ ፡ እብ ፡
ጀቱ ፡ ከፍል ፡ ወለለ፩ዱ ፡ እምወላድያነ ፡ እም
ኔሆት ፡ ዘእመንገለ ፡ እም ፡ ፩ዱ ፡ ከፍል ፡ ወለ
ዘሂ ፡ እእረፈ ፡ እምኔሆሙ ፡ ይረሰ ፡ ወልዱ ፡
ከፍል ፡ ዘእሁ ፡ ምሰለ ፡ እለ ፡ ተርፋ ፡ ወከማሁ ፡
ፍትሐ ፡ አዝርእቲሆሙ ፡ እምድጎሬሆሙ ፡ መዓ
ርግ ፡ እምድጎረ ፡ መዓርግ ፡ በበመትልምሙ ።

፩ሺ፰፻፵፫ መዓርግ ፡ ሳባዓት ፡ ወለእመ ፡ ኢተረከበ ፡
፩ዱ፡ እምዘኩራን ፡ ጀቱ ፡ እድ ፡ ሥልሰ ፡ ለው
ሉደ ፡ እኃው ፡ እብ ፡ ወለውሉደ ፡ እኃተ ፡ ኦብ ፡
ወ፩ዱ ፡ ሥልሰ ፡ ለውሉደ ፡ እኃው ፡ እም ፡ ወለ
ውሉደ ፡ እኃተ ፡ እም ፡ በከመ ፡ ተሠርዐ ፡ በእ
ንተ ፡ እኃው ፡ ኦቡሁ ፡ ወዘኮነ ፡ አሪሪፈ ፡ እም
ኔሆሙ ፡ ይረሰ ፡ ወልዱ ፡ ከፍሎ ፡ ምሰለ ፡ እለ ፡
ተርፋ ፡ ወከማሁ ፡ ፍትሐ ፡ አዝርእቲሆሙ ፡
እምድጎሬሆሙ ፡ ርሰት ፡ እምድጎረ ፡ ርሰት ፡
እምዘይቲሐት ።

፩ሺ፰፻፵፬ መዓርግ ፡ ሳምኒት ፡ ወእምድጎሬሆሙ ፡ ለእለ ፡
ዘከርነ ፡ ይረሰ ፡ እምኔሆን ፡ እምኔሆን ፡ ወጎ
ልቆሙ ፡ ፲ወጅቱ ፡ ነፍሰ ፡ ጀቱ ፡ ሣልሰተ ፡ እድ ፡

የመዕራረሰ ፡ እንቀጽ ።

ችና ፡ ለእባቱ ፡ እጎቶች ፡ ይገባል ። ለእናቱ ፡
ወንድሞችና ፡ ለእናቱ ፡ እጎቶችም ፡ ሦስተኛው ፡
እጅ ፡ በትከክል ፡ ይገባል ። የተወውንም ፡ ገን
ዘብ ፡ ሥርዓትን ፡ እንደ ፡ አለቀደምን ፡ ከዘጠኝ ፡
ከፍል ፡ ይከፈሉት ። ከእንድ ፡ እባትና ፡ ከእን
ዲት ፡ እናት ፡ የተወለዱ ፡ የወንድሞችን ፡ ፍርድ
ከእንድ ፡ እባትና ፡ ከእንዲት ፡ እናት ፡ ካልተወ
ለዱ ፡ ወንድሞች ፡ ጋራ ፡ በወንድሞች ፡ እን
ቀጽ ፡ እነሆ ፡ ተናገርን ። ከእነርሱም ፡ ለሞተው
ሰው ፡ ልጅ ፡ ቢኖረው ፡ አባቱ ፡ ደጎና ፡ ቢሆን ፡
ኖሮ ፡ ይወርሰው ፡ የነበረውን ፡ ገንዘብ ፡ ይው
ረሰው ። ከእነርሱም ፡ በኋላ ፡ የልጆቻቸው ፡
ፍርድ ፡ እንደዚሁ ፡ ነው ። እንደ ፡ አከታተላ
ቸው ፡ ከመዓርግ ፡ ቀጥሎ ፡ መዓርግ ።

፩ሺ፰፻፵፭ ሰድስተኛዬቱ ፡ መዓርግ ፡ የወንድ ፡ እያቶ
ችና ፡ የሴት ፡ እያቶች ፡ አባቶች ፡ ቍጥራቸውም
ሰምንት ፡ ነው ። በእምስተኛይቱ ፡ መዓርግ ፡
ከተናገርናቸው ፡ እንዱ ፡ ባይገኝ ፡ ከሦስት ፡
እጁ ፡ ሁለቱ ፡ በእባት ፡ ወገን ፡ ለእሉ ፡ ለወ
ንድ ፡ እያት ፡ ወላጆችና ፡ ለሴት ፡ እያት ፡ ወላ
ጆች ፡ በትከክል ፡ ይሁን ። በእባት ፡ ወገን ፡
ላሉ ፡ ለሴት ፡ እያቶች ፡ ወላጆች ፡ ለእያንዳንዳ
ቸው ፡ ሁሉ ፡ ሁለት ፡ ከፍል ፡ በእናት ፡ ላሉ ፡
ሰሴት ፡ እያቶች ፡ ወላጆች ፡ ወላጆችም ፡ ለያንዳን
ዱ ፡ እንድ ፡ ከፍል ፡ ይገባል ። ከእነርሱም ፡ የሞ
ተውን ፡ ሰው ፡ የርሱን ፡ ከፍል ፡ (ድርሻ) ፡ ልጁ ፡
ከቀሩት ፡ ጋር ፡ ይውረሰ ። ከእነርሱም ፡ በኋላ ፡
የልጆቻቸው ፡ ፍርድ ፡ እንደዚህ ፡ ነው ። እንደ ፡
አወራረዳቸው ፡ ከመዓርግ ፡ ቀጥሎ ፡ መዓርግ ።

፩ሺ፰፻፵፮ ሰባተኛዬቱ ፡ መዓርግ ፡ ከተጠቀሱት ፡ ሰዎች
እንዱ ፡ ሰንኳ ፡ ባይገኝ ፡ ሁለት ፡ ሦስተኛው ፡
እጅ ፡ ለእባት ፡ የወንድሞች ፡ ልጆችና ፡ ለእ
ናት ፡ የእጎቶች ፡ ልጆች ፡ ይገባል ። እንድ ፡ ሦስ
ተኛውም ፡ ለእናት ፡ የወንድሞች ፡ ልጆችና ፡
ለእናት ፡ የእቶች ፡ ልጆች ፡ ይገባል ። ስለ ፡
አባቱ ፡ ወንድሞች ፡ እንደተጻፈ ። ከእነርሱም ፡
የሞተ ፡ ቢኖር ፡ ልጁ ፡ ከቀሩት ፡ ጋራ ፡ ድር
ሻውን ፡ ይውረሰ ። ከእነርሱም ፡ ቀጥሎ ፡ የልጁ
ቻቸው ፡ ፍርድ ፡ እንደዚሁ ፡ ነው ፡ ከዘቅተ
ኛው ፡ ጀምሮ ፡ ከውርስ ፡ ቀጥሎ ፡ ይውረሰ ።

፩ሺ፰፻፵፯ ሰምንተኛዬቱ ፡ መዓርግ ፡ ከተናገርናቸው ፡
ሰዎች ፡ በኋላ ፡ የወንድ ፡ እያቶች ፡ ወንድ ፡ እያ
ቶች ፡ ይውረሱ ። ቍጥራቸውም ፡ አሥራ ፡ ስድ

አንቀጽ : ተዋርዕ ።

ለዘመደ : እም ። ወእመቦ : ዘተኅጥእ : እምኔ ሆሙ : ወቦቱ : ወልድ : ይቁም : ወልዱ : ዘም ቅዋመ : ዘእሁ ።

፩ሺ፰፻፵፮ መዓርግ : ታሰዕት : ለአጋወ : እብ : ወአጋተ : እብ : እምኔወ : ወእምኔውቱ : ዘእቡሁ : ጀቱ : ሃልሰተ : እድ : ለአጋወ : እም : ወአጋተ : እመ : እምኔው : ወእምኔውቱ : ዘእምእመ : ፩ዱ : ሃልሰተ : እድ ። ወዘተኅጥእ : እምኔሆሙ ይንሃእ : ወልዱ : ከፍለ : ዘእሁ : ወውሉዶሙ : እምድጎሬሆሙ : ከማሆሙ : መዓርግ : እም ድጎረ : መዓርግ ።

፩ሺ፰፻፵፮ ወፈድፋደሰ : ዝገቱ : ተዋርዕ : ሥፋዕ : ተዋርዕ : ዘመድ : እምድጎረ : ዘመድ : ወፈሊጠ : እብ : ወነገዱ : እምነ : እም : ወነገዳ : እስመ : ነገደ : እብ : ይሰመይ : ዘራኤ : ወአንባሬ : ማኅፀንት : ወነገደ : እም : ከመ : ምድር : ወመዳይ : ወኮሉ : መዓርግ : ኢትረስ : ምሰሌሃ : መዓርግ : እንተ : ድጎሬሃ : ዘእንበለ : ወልዱ : ለዘሞተ : ውእቱ : ህየንቲሁ ።

፩ሺ፰፻፵፮ ወለእመ : ኢተረከበ : በመዓርግ : ዘእንበለ : ፩ዱ : ባሕቲቲ : ይረስ : ውእቱ : ኮሎ : ዘባቲ : ወዘተረከበሂ : በመዓርግ : ዘነገደ : እብ : ወነገደ : እም : ይኩን : ለነገደ : እብ : ዘእብ : ወውእቱ : ሃልሰተ : እድ : ጀቱ : ወሉነገደ : እም : ዘእም : ወውእቱ : ሃልሰተ : እድ : ፩ዱ : ወተባዕትሂ : ምሰለ : እንስት : በዕፋይ : ውስተ : ኮሎ ነገድ : እስመ : ተዛምዶቶሙ : ምሰለ : ምዉት : እሐቲ : ትዝምድ ።

፩ሺ፰፻፵፮ ወሰበ : ይትፈለጡ : እዝማደ : እቡሁ : ወእመ : ወትዝምድና : ምሰለ : አጋዊሁ : በእንተ : ዘኮኑ : ፩ደ : ዘርእ : ዘእቡሁ : ወ፩ደ : ዘርእ : ዘእመ : ወለእመ : ኮነ : ይፈልጥዎ : ለ፩ዱ : እምነ : ካልኡ : ወይከውኑ : ከማሆሙ : እለ : እምድጎሬሆሙ ።

፩ሺ፰፻፵፮ ወለዘሂ : እዕረፈ : እቡሁ : ይወርስ : ወልዱ :

የመወራረስ : አንቀጽ ።

ሰት : ሰዎች : ናቸው ። ሁለት : ሦስተኛው : አጅ : ለአባት : ዘመድ : አንድ : ሦስተኛውም : አጅ : ለእናት : ዘመድ : ይገባል ። ከእነርሱም : የሞተ : ቢኖር : ልጅም : ቢኖረው : ልጅ : በአባቱ : ደረጃ : ይተካ ።

፩ሺ፰፻፵፮ ዘጠኝኛዬቱ : መዓርግ : ለአባት : ወንድሞችና : ለወንድ : አያት : አባት : እንቶች : በአባቱ : በኩል : ላለች : ሴት : አያቱም : ሁለት : ሦስተኛው : እጅ : ይገባል ። ለአናት : ወንድሞችና : ለወንድ : አያት : እናት : እንቶች : በእናቱ : በኩል : ላለች : ለሴት : አያቱም : አንድ : ሦስተኛው : እጅ : ይገባል ። ከእነርሱም : የሞተ : ልጅ : የእርሱን : ድርሻ : ይውሰድ : ከእነርሱ : ቀጥሎ : ልጆቻቸው : እንደ እነርሱ : ከመዓርግ : ቀጥሎ : መዓርግ ።

፩ሺ፰፻፵፮ ይልቁንም : ይህ : መወራረስ : ከዘመድ : በኋላ : የዘመድ : መወራረስ : አባትንና : ወገኖቹንም : ከእናትና : ከወገኖቿ : መለየት : (ማብለጥ) : የታዘዘ : ነው ። የአባት : ወገን : እንደ : ዘሪና : እንደ : እድራ : አስቀማጭ : ይባላልና : የአናት : ወገንም : አንደ : ምድርና : እንደ : ሣጥን : ናት ። መዓርግ : ሁሉ : ወደኋላ ላዋ : ያለውን : መዓርግ : አብራ : አትውረስ : ስለእርሱ : (ስለአባቱ) : ፈንታ : ከሟች : ልጅ : በቀር ።

፩ሺ፰፻፵፮ በመዓርግ : (በውርስ) : ጊዜ : ከአንዱ : ብቻ : በቀር : ባይገኝ : ያለባትን : ሁሉ : ያው : ይውረስ ። በመዓርግ : (በእውራረስ) : ጊዜ : የተገኘ : የአባት : ወገንና : የአናት : ወገን : የአባት : ገንዘብ : ለአባት : ወገን : ይገባል ። ይኸውም : ሁለት : ሦስተኛው : እጅ : ነው ። የአናትም : ገንዘብ : ለአናት : ወገን : ይገባል ። ይኸውም : አንድ : ሦስተኛው : እጅ : ነው ። ወንዶችም : በነገዱ : ሁሉ : ከሴቶች : ጋራ : በትክክል ። ከሟቹ : ጋራ : ተዘምዶአቸው : አንዲት : ተዘምዶ : ናትና ።

፩ሺ፰፻፵፮ የአባቱና : የአናቱ : ዘመዶች : ከወንድሞቹም : ጋራ : ያለ : ዝምድና : ቢለያዩ : የአባቱ : ዘር : አንድ : ወገን : የአናቱም : ዘር : አንድ : ወገን : ለሌሎች : ነው ። አንዱንም : ከሌላው : የሚለዩት : ከሆነ : ከእነርሱም : በኋላ : ያሉት : እንደ : እነርሱ : ይሆናሉ ።

፩ሺ፰፻፵፮ አባቱ : የሞተበትም : ልጅ : የአባቱን :

ክፍለ : አቡሁ : በከመ : ምጣኔ : ሕይወተ : በከመ : አዘዘ : እግዚአብሔር : በውስተ : እራት ።

፩ሺ፰፻፶ ወለዘአልቦተ : ወራሲ : ያኩን : ርስተ : ዘኅ ደገ : ለመዛግብተ : ንዋየ : ቤተ : ክርስቲያን : ወለእለ : ሀለወ : ባተ : እምእግብርት : ያግዕዝ ምሙ ።

፩ሺ፰፻፶፩ ወለዘተወልደሂ : በተዋስቦ : ዘሕግ : እም ድኅረ : ጽሑፈ : ትእዛዝ : ይረስ : ምስለ : ውሉድ : ተዳማውያን : ወደኩን : ከመ : ፩ዱ : እምኔሆሙ ።

፩ሺ፰፻፶፪ ሥርዋጽ : ዝንቱ : ሥርዓት : ጠባይዓዊ : ውእቱ : ከመ : ውሉድ : ወዘርአሙ : ይወርስ ምሙ : ለእባዊሆሙ : እለ : ሞቱ : ወለአመ : ተኅጥአ : ዘርአሙ : ይረሱ : አበወ : ምውታን : ወደቁቆሙኒ : አምድኅሬሆሙ : ወውእቶሙኒ : እኅዊሁ : ስዘእፀረፈ ። ወለአመ : ተኅጥአ : ዘርአሙ : ይረሱ : አበወ : አባዊሆሙ : ወአ ምዝ : ውሉድሙ : እምድኅሬሆሙ : ዘውእ ቶሙ : አኃወ : አባዊሆሙ : ወአኃወ : እሞሙ : ለእባወ ። ወለኩሉ : ዘተፈጸመ : ዘርአ : መዓ ርጉ : ይወርስዎ : አበወ : አባዊሁ : ወእምዝ : ደቁቆሙ : እምድኅሬሆሙ : ወውእቶሙ : አኃወ : አበወ : ወአኃተ : አበወ : እባወ ። ወለ ኩሉ : ዘተፈጸመ : ዘርአ : ይረሱ : አበወ : እም ኄዎን : ወእምዝ : ውሉድሙ : እምድኅሬ ሆሙ : አስመ : ዝንቱ : ፍትሐ : ስምት ጠባ ይዓዊ : ወውእቱ : ሞተ : እባወ : እምቅዳመ : ሞተ : ውሉድሙ ።

፩ሺ፰፻፶፫ ምዕራፍ : በእንተ : ርስተ : ኤጲስቆጶሳት : ወመነኩሳት : ለይኩን : ንዋየ : ቤተ : ክርስቲያን : ዕወቀ : ወፍሉጠ : አምንዋየ : ኤጲስቆ ጶስ : ከመ : ይትዐቀብ : ንዋየ : ለወራስያኒሁ : ወያውርዕ : ለዘፈቀደ : ወይትዐቀብ : ዘቤተ : ክርስቲያን : ለቤተ : ክርስቲያን ። ወኩሉ : ዘአጥረየ : በምክንያተ : ኤጲስቆጶስናሁ : ይኩን : ውእቱ : ለቤተ : ክርስቲያን : ወኢይ ደልዎ : ከመ : የአዝዝ : ቦቱ : ወእከመ : ይረሱ ስብእ : ዚእሁ ። ወኩሉ : ዘአጥረየ : እምቅድመ ኤጲስቆጶስናሁ : አው : ተራብኅ : አምዘኮነ : ሉቱ : ወአኮ : በምክንያተ : ኤጲስቆጶስና :

ድርሻ : እንደ : ዕድሜው : ይውረስ ። እግዚአ ብሔር : በኮሪት : እንደ : እዘዘ ። (ዘጉ : ፴፮ : ፮ - ፲፫) ።

፩ሺ፰፻፶፬ ወራሽ : የሌለውም : ሰው : የተወው : ርስተ : ለቤተ : ክርስቲያን : ዕቃ : ግምጃ : ቤት : ይሁን ። ከባሮችም : ውስጥ : በእርሱዋ : ያሉ ትን : ነፃ : ያውጧቸው ።

፩ሺ፰፻፶፭ ከትእዛዝ : መጻፍ : በኋላ : በሕጋዊ : ጋብቻ : የተወለደም : ከቆደሙት : ልጆች : ጋራ : ይው ረስ ። ከእነርሱም : እንደ : አንዱ : ይሁን ።

፩ሺ፰፻፶፪ ሥርዋጽ ። ልጆችና : የልጅ : ልጆቻቸው : የ ሞቱ : አባቶቻቸውን : እንደሚወርሱ : ይህ ሥርዓት : የተለመደ : ነው ። ዘርዓቸውም : (ልጆቻቸውም) : ቢታጣ : የሙታን : አባቶች : ይውረሱ ። ከእነርሱም : ቀጥለው : ልጆቻቸው። እነርሱም : የሟች : ወንድሞቹ : ናቸው ። ዘሮ ቻቸውም : ቢታጡ : የአባቶቻቸው : አባቶች : ይውረሱ ። ቀጥለውም : ከእነርሱ : በኋላ : ልጆ ቻቸው : እነርሱም : የአባቶቻቸው : ወንድሞ ችና : የእናታቸው : ወንድሞች : ናቸው ። የመ ዓርጉ : ዘርዕ : (የመዓርጉ : ወራሽ) : የአለቀባ ትን : ሁሉ : የአባቶቹ : አባቶች : (እያቶቹ) : ይወርሱታል ። ቀጥለውም : ከእነርሱ : በኋላ : ልጆቻቸው : እነርሱም : የአባቶች : ወንድሞ ችና : የአባቶች : አባቶች : እኅቶች : ናቸው ። ዘሩ : ያለቀባትንም : ሁሉ : የወንድ : እያቶች : አባቶች : ይውረሱ ። ቀጥለውም : ከእነርሱ : በኋላ : ልጆቻቸው : የባሕርያዊ : ሞት : ፍርዱ : ይህ : ነውና ። ይኸውም : ከልጆቻቸው : ሞት : በፊት : የአባቶች : ሞት : ነው ።

፩ሺ፰፻፶፫ ምዕራፍ : ስለኤጲስቆጶሳትና : ስለመነኩሳት : ርስት : ይናገራል ። የቤተ : ክርስቲያን : ገንዘብ : ከኤጲስቆጶስ : ገንዘብ : የታወቀና : የተለየ : ይሁን ። ገንዘቡ : ለወራሾቹ : ይጠበቅ : ዘንድ : ለወደደውም : ያወርሰው : ዘንድ ። የቤተ : ክርስቲያንም : ለቤተ : ክርስቲያን : ይጠበቅ : ዘንድ ። በኤጲስቆጶስነቱ : ምክንያት : ያገኘው : ገንዘብም : ሁሉ : እርሱ : ለቤተ : ክርስቲያን : ይሁን ። ሊያዝዝበትም : አይገባውም ። የርሱ : ሰዎችም : ሊወርሱ : እይገባም ። ከኤጲስቆጶስ ነቱ : አስቀድሞ : ያገኘው : ሁሉ : ወይም : ከሆነለት : ገንዘብ : ሁሉ : የተራባው : በኤጲስ

አገቀጸ፡ ተዋርሶ።

የመወራረስ፡ አገቀጸ።

ዘከመ፡ ተዋርሶ፡ እው፡ በጽሑፈ፡ ትእዛዝ፡
ይደልዎ፡ ከመ፡ የእዝዝ፡ ቦቱ፡ ለዘፈቀደ፡
ወእመእኮሰ፡ ይተርፍ፡ ውእቱ፡ ለወራሰያኒሁ።
ወለእመ፡ አልቦቱ፡ ምንትኒ፡ ዘእጥረየ፡ ይኩን፡
ሲሳዮሙ፡ ለእለ፡ ተጸነሱ፡ እምሰብእ፡ ዘእሁ፡
እምዘኅደገ፡ ለቤተ፡ ክርስቲያን።

ቆዳሰነቱ፡ ምክንያት፡ አይደለም። ይኸውም፡
እንደ፡ ውርስ፡ ወይም፡ በጽሑፍ፡ እንደታዘዘ
ለት፡ ያለ፡ ነው። ለወደደው፡ ሊያዝዝበት፡
ይገባዋል። ያለዚያ፡ ግን፡ እርሱ፡ ለወራሾቹ፡
ይቀራል። ምንም፡ ገንዘብ፡ ያደረገው፡ ባይኖ
ረው፡ ከእርሱ፡ ሰዎች፡ ወገን፡ ለተቸገሩት፡
ምግባቸው፡ ለቤተ፡ ክርስቲያን፡ ከተወው፡
ገንዘብ፡ ይሁን።

፩ሺ፰፻፶፬ ወለመነኩስኒ፡ ኢይረሶ፡ መኑሂ፡ እምሕዝባ
ውያን፡ እላ፡ ለእመ፡ ኮነ፡ ዘኢተርፈ፡ እምእዝ
ማዲሁ፡ ለዘሞተ፡ ዘእንበሌሁ። ወኢይረሶ፡
፩ዱሂ፡ እምሕዝባውያን፡ ዘእንበለ፡ ዳእሙ፡
እምእዝማዲሁ፡ ለእመ፡ ኮነ፡ አልቦ፡ ተሳትፎ
ት፡ ማእከሌሁ፡ ወማእከለ፡ ፩ዱ፡ እመነኩሳት፡
በሕይወተ፡ ምንኩስና፡ ወምሰለ፡ እለ፡ የኅ
ድሩ፡ ውስተ፡ ምኔታት። ወለእመ፡ ኮነ፡ ማእ
ከሌሁ፡ ወማእከለ፡ መነኩሳት፡ ምኔት፡ ሱታፊ
ውስተ፡ ሕይወት፡ ምንኩስናዊት፡ ወኅድረተ፡
ምኔታት፡ ይኩን፡ ኩሉ፡ ንዋዩ፡ ለማኅበሮሙ፡
እመሂ፡ በዝጉ፡ ወእመኒ፡ ውኅዱ።

፩ሺ፰፻፶፬ መነኩሴንም፡ ከሕዝባውያን፡ ወገን፡ ማንም
አይውረሰው። ለሚቹ፡ ከዘመዶቹ፡ ወገን፡ ከእ
ርሱ፡ በቀር፡ ሌላ፡ ያልቀረ፡ ቢሆን፡ ነው፡
እንጂ። በምንኩስና፡ አኗኗርና፡ በገዳም፡ ከሚ
ኖሩ፡ መነኩሳት፡ ጋራ፡ በእርሱና፡ ከመነኩ
ሳት፡ በእንዱ፡ መካከል፡ እንድነት፡ የሌለው፡
ቢሆን፡ ከዘመዶቹ፡ ወገን፡ እንጂ፡ ከሕዝባ
ውያን፡ እንዱ፡ አይውረሰው። በምንኩስና፡
አኗኗርና፡ በገዳም፡ እስተዳደር፡ በእርሱና፡
በገዳሙ፡ መነኩሳት፡ መካከል፡ እንድነት፡
ያለው፡ ቢሆን፡ ገንዘቡ፡ ሁሉ፡ ቢበዘም፡ ቢያ
ንሱም፡ ለማኅበራቸው፡ ይሁን።

፩ሺ፰፻፶፭ ወለእመሂ፡ ሞተ፡ በእፍአ፡ እምኔቶሙ፡ ወሶ
በኒ፡ ቦቱ፡ ወራሲ፡ መነኩስ፡ በእፍአ፡ እማኅበ
ሮሙ፡ ወእመኒ፡ ሀለወ፡ ውስተ፡ ማኅበሮሙ፡
ኢይደልዎ፡ ለባሕተቱ፡ ዘእንበሌሆሙ። ወለ
እመ፡ ተረከበ፡ ሎቱ፡ ንዋይ፡ ዘኅደገ፡ በእፍአ፡
እምኔት፡ ለእመ፡ ኮነ፡ ዘእዘዘ፡ ቦቱ፡ ለምኔት፡
በኩለንታሁ፡ እው፡ በመንፈቁ፡ በጊዜ፡ ምንኩ
ስናሁ፡ እው፡ እምድኅራሆሙ፡ ይቁም፡ ትእ
ዛዙ።

፩ሺ፰፻፶፭ ከገዳማቸው፡ በእፍአ፡ (በውጭ)፡ ቢሞትም
ከማኅበራቸው፡ በእፍአ፡ ወይም፡ በማኅበራቸው
ውስጥ፡ ያለ፡ ወራሽ፡ መነኩሴ፡ ቢኖረውም፡
ያለእነርሱ፡ ለብቻው፡ አይቀጠውም። ከገዳሙ፡
በእፍአ፡ የተወው፡ ገንዘብም፡ ቢገኝለት፡ በም
ንኩስናው፡ ጊዜ፡ ወይም፡ ከምንኩስናው፡
በኋላ፡ በመላው፡ ወይም፡ በእኩሌታው፡ ለገ
ዳሙ፡ ያዘዘበት፡ ቢሆን፡ ትእዛዙ፡ ይጽና።

፩ሺ፰፻፶፮ ወለዘስ፡ ኢእዘዘ፡ ሎቱ፡ እምዘይትረከብ፡
ውስተ፡ ዓለም፡ ለእመ፡ ቦቱ፡ ወራሲ፡ ጠባይ
ዓዊ፡ ይረስ፡ ኪያሁ፡ እመሂ፡ ኮነ፡ መነኩስ፡
እው፡ ሕዝባዊ፡ ወእመ፡ እኮሰ፡ ይረስዎ፡ ማኅ
በረ፡ ዘእሁ። ወእመኒ፡ ኮነ፡ ባሕተቱ፡ ይነ
ብር፡ በውስተ፡ ምኔት፡ እው፡ በውስተ፡ በዓት
ወቦቱ፡ ወራሲ፡ መነኩስ፡ እምእዝማዲሁ፡
ይረሶ፡ ኪያሁ። ወእመ፡ እኮሰ፡ ይረስዎ፡ ማኅ
በረ፡ መነኩሳት፡ እለ፡ ይትራድእዎ።

፩ሺ፰፻፶፮ በዓለም፡ ውስጥ፡ በተገኘ፡ ገንዘቡ፡ ያላዘዘ
በትን፡ ግን፡ የባሕርይ፡ ልጅ፡ ወራሽ፡ ቢኖረ
ው፡ እርሱን፡ ይውረሰው። መነኩሴ፡ ወይም፡
ሕዝባዊ፡ ቢሆን፡ ያለዚያ፡ ግን፡ ማኅበሩ፡ ይው
ረሱት። በገዳም፡ ወይም፡ በዋሻ፡ ብቻውን፡
የሚኖር፡ ከሆነም፡ ከዘመዶቹም፡ ወገን፡
ወራሽ፡ መነኩሴ፡ ቢኖረው፡ እርሱን፡ ይውረ
ሰው። ያለዚያ፡ ግን፡ የሚረዱት፡ የመነኩሳት፡
ማኅበር፡ ይውረሱት።

፩ሺ፰፻፶፯ ወለልቦቱ፡ ትእዛዝ፡ ለመነኩስ፡ ዘይነብር፡
ውስተ፡ ማኅበር፡ በተፈልጦ፡ እምነ፡ ኩሎሙ፡
ወትእዛዙስ፡ ለመነኩስ፡ ዘባሕተቱ፡ ይነብር፡
ይቁም፡ በውሳኔ፡ ትእዛዝ፡ ዘእዘዘ።

፩ሺ፰፻፶፯ በማኅበር፡ ውስጥ፡ የሚኖር፡ መነኩሴ፡
ከሁሉ፡ በመለየት፡ ትእዛዝ፡ የለውም። ብቻ
ውን፡ የሚኖር፡ የመነኩሴ፡ ትእዛዝ፡ ግን፡
በውሳኔ፡ ያዘዘው፡ ትእዛዝ፡ ይጽና።

፩ሺ፰፻፶፰ ምዕራፍ፡ በእንተ፡ ተዋርሶቶሙ፡ ለግዑዛን፡

፩ሺ፰፻፶፰ ምዕራፍ፡ ነፃ፡ ስለወጡና፡ ስላልወጡ፡

አንቀጽ : ተዋርሶ ።

የመውራረስ : አንቀጽ ።

ወለአግብርት ። ለግብርስ ። ዙተግዕዝ ። ይረሰዎ ።
አግዳዝያኒው ። ወይቱም ። ጽሑፊ ። ትእዛዙ ።
ወይረሰ ። ርስታቲው ። ዘከመ ። አግዳዝያን ።
ወለእመ ። ቦቱ ። ወራሲያን ። ይከውን ። ራብዕተ ።
ንዋዩ ። ሰዘአግዳዝ ። ወለእመኒ ። ኢአዘዘ ። በእን
ቲአው ። ሎቱ ። ለእግዚአ ። ርብዕ ። ርስቱ ። ወለ
እመ ። አልቦቱ ። ወራሲያን ። ወኢጽሑፊ ። ትእ
ዘዝ ። ሆሉ ። ርስቱ ። ዙጎደጎ ። ይኩን ። ለእግዚአ

ባሮች ። አውራረስ ። ይናገራል ። ነፃ ። የወጣ ።
ባሪያን ። ነፃ ። ያወጡት ። ጌቶቹ ። ይውረሱት ።
የትእዛዙ ። ደብዳቤም ። ይጽና ። ነፃ ። አውጭ
ዎች ። ጌቶች ። እንደመሆናቸው ። ርስቶቹን ።
ይውረሱ ። ወራሾች ። ቢኖሩትም ። የገንዘቡ ።
አንድ ። አራተኛው ። ለጌታው ። ገንዘቡ ። ነው ።
ወራሾች ። ወይም ። የትእዛዝ ። ደብዳቤ ። ባይኖ
ረው ። የተወው ። ርስቱ ። ሁሉ ። ለጌታው ።
ይሁን ።

፩ሺ፷፻፶፬ ወለእመ ። ኮን ። ዘአግዳዝ ። ፩ዱ ። አው ። ዘይ
ዘዝጎ ። እም፩ዱ ። በእምጣን ። ዘአግዳዝ ። እም
ኔሁ ። ወእምድጎረ ። ግዑዝ ። ይረሰ ። ሰብአ ።
ወለእመ ። ኢተረክዘ ። ይኩን ። በከመ ። ፍትሐ ።
ሰዘአግዳዝ ። ለግዑዝ ።

፩ሺ፷፻፶፬ ነፃ ። ያወጣው ። አንድ ። ወይም ። ክአንድ ።
የሚበዛ ። ቢሆን ። ከእርሱ ። ነፃ ። በአወጣው ።
መጠን ። ልክ ። ነው ። ከነፃ ። አውጭውም ። ቀጥ
ለው ። ሰዎቹ ። ይውረሱ ። (ወራሽ) ። ባይገኝም ።
ነፃ ። የወጣውን ። ነፃ ። እንደአወጣው ። ሰው ።
ፍርድ ። ይሁን ።

፩ሺ፷፻፷ ወተብርኒ ። አይረሰ ። ዘእንበለ ። በጽሑፊ ። ትእ
ዛዝ ። እምን ። መዋቲ ። ወአይረሰ ። ዘእንበለ ።
እግዚአ ። ወእመኒ ። ቦቱ ። ወልድ ። አው ። አብ ።
አው ። አዝማድ ። ወእመኒ ። አግዳዝያን ። እመ
ንቱ ። እሰመ ። ሆሉ ። ዘይመልክ ። ገብር ። ወእቲ
ምልከተ ። እግዚአ ። ወበእንተዝ ። አልቦቱ ።
ጽሑፊ ። ትእዛዝ

፩ሺ፷፻፷ ነፃ ። ያልወጣ ። ባሪያም ። ከሚች ። በጽሕፈት
ካልታዘዘለት ። በቀር ። አይውረሰው ። ከጌታውም ።
በቀር ። ሌላ ። አይውረሰው ። ልጅ ። ወይም ።
አባት ። ወይም ። ዘመድ ። ቢኖረውም ። ነፃ ።
የወጡ ። ቢሆኑም ። ባሪያው ። ገንዘብ ። የሚያደር
ገው ። ሁሉ ። የጌታው ። ገንዘብ ። ነውና ። ስለ
ዚህ ። ትእዛዝ ። መጻፍ ። የለበትም ።

፩ሺ፷፻፷፩ ምዕራፍ ። በእንተ ። እለ ። አይወርሱ ። ዘእን
በለ ። በጽሑፊ ። ትእዛዝ ። ወውእቶሙ ። ፪ቱ ።
አክፋል ። ቀዳማዊ ። እሙንቱ ። እለ ። አልቦ ።
ማእከሌሆሙ ። ወማእከለ ። ምዉት ። ተዋስ
ቡት ። ወኢተዘምዶት ። ጠባይዳዊ ። ወእመኒ ።
ኮን ። ማእከሌሆሙ ። ተዘምዶ ። ዘንባራ ። አው ።
ዘእስተዋስቦ ። ፡

፩ሺ፷፻፷፩ ምዕራፍ ። ያለማዘዣ ። ደብዳቤ ። ስለማይወ
ርሱ ። ሰዎች ። ይናገራል ። እነዚህም ። ሁለት ።
ክፍሎች ። ናቸው ። እንደኛው ። በእነርሱና ።
በሚች ። መካከል ። ጋብቻ ። ወይም ። ሥጋዊ ።
ተዘምዶ ። የሌላቸው ። ሰዎች ። አብሮ ። የመ
ኖር ። ወይም ። የማጋባት ። ተዘምዶ ። በመካከ
ላቸው ። ቢኖርም ። እነዚህ ። ናቸው ።

፩ሺ፷፻፷፪ ወዳግማዊ ። ክፍል ። እሙንቱ ። ደቀቅ ። ወዘ
መድ ። እለ ። ተወልዱ ። በተዋስቦ ። እንተ ። ኢኮ
ነት ። ዘበሕግ ። ወአግብርትኒ ። ወዘማውያን ።
እለ ። ዘመወ ። ዘብእሲተ ። ዘይትወረሰ ። አው ።
በወለቱ ። አው ። በእንተ ። አው ። በእሙ ። ወእለ
ያስተዋድዶም ። በዘያጠፍኡ ። ንዋዮ ። ወእለ ።
ይትመክነዩ ። በአጥፍአተ ። ልቡ ። ወእለሂ ። ይት
ሂዩዩ ። መድኃኔቶ ። ለዘተምቅሐ ። እንዘ ። ይት
ከሀሎሙ ። ለሐዋር ። ከመ ። ያደጎንዎ ። አይረ
ሰዎ ። ዘእንበለ ። ጽሑፊ ። ትእዛዝ ። ዘጸሐፊ ።
እምድጎረ ። ተምቅሐቱ ።

፩ሺ፷፻፷፪ ሁለተኛውም ። ክፍል ። በሕግ ። ባልሆነች ።
ጋብቻ ። የተወለዱ ። ልጆችና ። ዘመዶች ። ባሮች
ም ። በተወራሽ ። ሰው ። ሚስት ። ወይም ። በሌት ።
ልጅ ። ወይም ። በእንቱ ። ወይም ። በእናቱ ። ያመ
ነዘሩ ። ዘማውያን ። ገንዘቡንም ። በሚያጠፉ ።
ሁናቱ ። ነገር ። የሚሠሩ ። አእምሮዊንም ። ለማ
ጥፋት ። ምክንያት ። የሚያደርጉ ። የታሰረው
ንም ። ያድኑት ። ዘንድ ። ለመሄድ ። ሲቻላቸው ።
መድኃኔቱን ። ቸል ። የሚሉት ። ከመታሰሩ ።
በኋላ ። ከጸፈው ። ከትእዛዝ ። ደብዳቤ ። በቀር ።
አይውረሱት ።

፩ሺ፷፻፷፫ ወወልድሰ ። ዘእሕወመ ። ላዕለ ። አቡሁ ።
እመሂ ። ዘይዘብጦ ። ስለቡሁ ። ወዘሂ ። ዘልፈ ።
ይጸእሎ ። አው ። ዘያጠፍኡ ። ንዋዮ ። በውዴት ።

፩ሺ፷፻፷፫ በአባቱ ። ላይ ። ከፉ ። የሠራ ። ልጅ ። አባቱን ።
የሚመታውም ። ዘወትር ። የሚስድበውም ።
ወይም ። በክፉ ። ነገር ። ሥራ ። ገንዘቡን ። የሚያ

አንቀጽ : ተዋርሶ :

የመወራረስ : አንቀጽ :

ሕሁም : እው : ዘይከልክ : በግብር : እምገ
ቢረ : ትእዛዝ : እው : ዘኢያሱተሐምም : በጊዜ :
ምንዳቤሁ : በእምጣን : ከሂሎቱ : እው : ዘይ
ዴመር : ምስለ : ገባርያን : እከይ : ወእለ : የሐ
ውሩ : በእኩይ : ለእሕሥሞተ : ወላድያኒሆሙ :
እው : ዘይፈልሱ : ኅበ : ዘኢኮነ : ሕዝበ :
ዘእሁ : ለይሰድዶ : አቡሁ : እምርሱተ : ዘእሁ
ወእመሰ : ለይዶ : ዘእንበለ : ዕዳ : ይንሣእ :
ወልዱ : መከፈልተ : ዘእሁ : ራብዕተ : እድ :
እምርሱተ : አቡሁ : እው : ዠላንታሁ : ለእመ :
አልቦቱ : ካልእ : ዘእንበሌሁ :

ጠፋ : ወይም : ትእዛዝ : ከግድረግ : ወገን :
በግድ : የሚከለከለው : ወይም : በችግሩ : ጊዜ :
በተቻለው : መጠን : የማያሰብ : ወይም :
ከክፋ : እድራጎትና : በወላጆቻቸው : ከፋ :
ለግድረግ : በከፋት : ከሚኖሩ : ሰዎች : ጋራ :
የሚተባበር : ወይም : ዜጋው : (ወገኑ) : ወደ :
አይደለ : ዜጋ : (ወገን) : የሚለወጥ : ቢሆን :
እባቱ : ከርሱቱ : ይንቀለው : (ያባርረው) : ያለ
በደል : ቢያባርረው : ግን : ከእርሱ : በቀር :
ሌላ : ከሌለው : ከእባቱ : ርስት : እራቸኛውን :
እጅ : ወይም : መላውን : ድርሻውን : ልጁ :
ይውሰድ :

፩ሺ፰፻፷፬ ወከማሁ : ግብረ : ብእሲትኒ : እምርሱተ :
አው : ደኅራ : በገበ : ዘኢኮነ : ግብረ : ዘእሃ :
ኢይትወከፋ : እምኔሁ : ዘንተ : ውሰተ : ራብ
ዕተ : እድ : ለግሙራ : ወእመኒ : ከመ : ይትካ
ፈል : ምስለ : ወራሰያን : ወከማሁ : ለእመ :
ፈቀደ : ከመ : ያስተዋሰባ : ለወለቱ : አው :
ለወለተ : ወልዱ : ወእበየት : ፈቂዳ : ሐዋረ :
ኅበ : ገቢረ : ኅፍረት :

፩ሺ፰፻፷፬ የሚሰትም : ነገር : ከርሱቱ : እንደዚሁ :
ነው : ሥራዋ : በአልሆነ : ነገር : ቢፈታትም :
ከወራሾች : ጋራ : እንዲከፈል : ቢሆንም :
ከቶ : በእራተኛው : እጅ : ውሰጥ : ይህን : ከእ
ርሱ : አይቀበሉ : (ከእራት : አንድ : አትጣ) :
ሴት : ልጁን : ወይም : የወንድ : ሴት : ልጁን :
ሊያገባት : ቢወድ : ወደሚያሳፍር : ሥራ :
መሄድን : ፈቅዳ : እንቢ : ብትል : እንደዚሁ :
ነው :

፩ሺ፰፻፷፭ ምዕራፍ : በእንተ : ዘኢይወርሰ : ወእመሂ :
ጸሐፊ : ሎቱ : ትእዛዝ : ወለዘየእምንሂ : ኢይ
ረሶ : ዘኢየእምን : ዘእንበለ : ዳእሙ : ለእመ :
ተጠየቀ : ግብእቱ : ኅበ : ሃይማኖት : እምቅ
ድመ : ይትፈለጥ : ተከፍሎቱ : ለንዋየ : ርስት :
ዘጎደጎ : ወቀታሊሁሰ : ለዘይወርሰም : ወእግ
ባኢሁኒ : ለዘይቀትሎ : ወዘያስተሐምም : ለእ
ማሰኖተ : ሕይወቱ : በአብልዖ : ሕምዝ : እው :
በካልእ : ዘእንበለ : ዳእሙ : ለእመ : ኮነ : ዘአ
ዘዘ : እምድኅረ : ገንቱ :

፩ሺ፰፻፷፭ ምዕራፍ : ስለማይወርሰ : ይናገራል : ትእ
ዛዝ : ቢጽፍለትም : የማያምን : የሚያምን
ውን : አይውረሰው : ሙዋች : የተወው : የር
ስት : ሀብት : ከመከፈሉ : እስቀድሞ : ወደሃይ
ማኖት : መመለሱ : ቢረጋገጥ : ነው : እንጂ :
ተወራሹን : የገያለ : ግን : ለሚገድለውም : አሳ
ልፎ : የሰጠው : መርዝ : በማብላት : ወይም :
በሌላ : ሕይወቱን : ለማጥፋት : የሚጣጣር :
ከዚህ : በኋላ : ያዘዘለት : ካልሆነ : በቀር :

፩ሺ፰፻፷፮ ምዕራፍ : በእንተ : ዘይትዓቀፋ : በቱ : ወው
እቱ : ጀቱ : እከፋል : ፩ዱ : እምኒሆሙ : ለእመ
ሞቱ : እምወራሰያን : ጀቱ : እው : ዘይበዝኑ :
በንግደት : እው : በተሠጥሞ : አው : በውዕ
የተ : እሳት : እው : በድቀተ : ቤት : ላዕሌ
ሆሙ : ወፈድፋደሰ : ለእመ : ኢተዐውቀ :
መኑ : እምኒሆሙ : ዘተርፈ : እምድኅረ : ካልኡ
ኢይወርሰ : ፩ዱ : ለካልኡ : ወኢይወርሰ : ለለ
፩ዱ : እምኒሆሙ : ዘእንበለ : ዘይደልም : ርስተ :
ዘእሁ : እምነ : ሕያዋን : ወእኮ : እምነ : ምዉ
ታን : አለ : ኢይትዐወቅ : ግብሮሙ : በእቅ
ድሞ : ወበእስተድኅሮ :

፩ሺ፰፻፷፮ ምዕራፍ : ስለሚሰናከሉበት : ይናገራል :
ይኸውም : ሁለት : ክፍል : ነው : ከእነርሱም :
እንዱ : ከወራሾች : ሁለቱ : ወይም : ብዙዎች :
ዕሩቅ : በመሄድ : ወይም : በመስጠም : ወይም :
በእሳት : በመቃጠል : ወይም : በእነርሱ : ሳይ :
በቤት : መናድ : ቢሞቱ : ይልቁንም : ከእነርሱ
ከሌላው : በኋላ : ማን : እንደቀረ : ባይታወቅ :
እንዱ : ሌላውን : አይወርሰውም : ከእነርሱ :
ለእያንዳንዳቸው : በመቅደምና : በመከታተል :
ግብራቸው : ካልታወቀ : ከሙታን : ወገን :
ያይደለ : ከሕያዋን : ወገን : ከሚገባው : ውርሰ
በቀር : አይወርሰውም :

አንተ፡ ተዋርሶ።

የመራራሪሰ፡ አንተ።

፩ሺ፰፻፷፰ ወካልእኒ፡ ከፍል፡ ዘይከልእ፡ እምነ፡ አስተ
ዋዕእ፡ በግብር፡ በእንተ፡ ኑፋቄ፡ ሕሊና፡ በተ
ኃጥአቶሙ፡ በዘተሞቅሐሂ፡ ወለዘነገደ፡ ወፈደ
ፋደሰ፡ ለዘተጎጥአ፡ ዜናሁ፡ ኢይክፍሉ፡ ንዋዮ
ለዘሀለወ፡ ለእመ፡ ኢተጠየቀ፡ ሞተ፡ ዜአሁ።
ወለእመ፡ ኢጎለፈ፡ ዕድሜ፡ ተኃጥአቱ፡ በፍ
ትሐ፡ መኩንን፡ ከመ፡ ዘከማሁ፡ ኢየሐዩ፡
ባቲ፡ ወእመኒ፡ ሞተ፡ ወሎቱ፡ ዘመድ፡ ዘሀ
ልው፡ ይረሰዩ፡ ከፍለ፡ ዜአሁ፡ በተግቅቦ፡ ወያ
ንብሩ፡ ንዋዮ፡ ማጎፀንተ፡ እስከ፡ ይትፈታሕ፡
በእንቲአሁ፡ በእእምሮ፡ ወበልባዌ፡ በዘይደሉ፡
ክዊነ፡ አምሳሊሁ።

፩ሺ፰፻፷፰ መልእ፡ ዝንቱ፡ መጽሐፈ፡ ቀኖና፡ ዘፍ
ትሐ፡ ኩነኔ፡ ሕግ፡ መሢሐዊት፡ ወዘአዕለዋ፡
ሕጽጽ፡ ወኃጥአ፡ ብዙኃ፡ አበሳ፡ ዘኢይደልዎ፡
ከመ፡ ይሰመይ፡ ሰብእ፡ ወፈድፋደሰ፡ ከመ፡
ይሰመይ፡ ዲያቆን፡ ጴጥሮሰ፡ ወልደ፡ ዐብደልሰይ
ይድ፡ እምዘ፡ አስተሐመመ፡ በዝንቱ፡ ቀሲሰ፡
ከቡር፡ ትሩፈ፡ ምግባር፡ ብፁዓዊ፡ አብርሃም፡
ወልደ፡ ሐናናጥያን፡ እግዚአብሔር፡ ያፈድ
ፍድ፡ ዓሰቦ። ወአዕላዊሂ፡ ስኡን፡ ወአባሲ፡
ይሰእሎ፡ ለኩሉ፡ ዘያነብባ፡ ለዛቲ፡ መጽሐፍ፡
ከመ፡ ያስተሣኒ፡ ዘተረክበ፡ ግድፈተ፡ ቃል፡
አስመ፡ አነ፡ አእምሮ፡ ከመ፡ ሕጽጽ፡ አእምሮ፡
አነ፡ ወሰኡን፡ ወይሰአል፡ ሊተ፡ ሥርየተ።
ወዘሂ፡ ሰአለ፡ ሊተ፡ በምንትኒ፡ ቦቱ፡ ምክዕ
ቢት፡ በአምሳል፡ ዝንቱ።

፩ሺ፰፻፷፱ ወንስአሎ፡ ለእግዚአብሔር፡ ከመ፡ ያሰም
ዓነ፡ ለኩልነ፡ ቃል፡ ፍሥሐ፡ ንዑ፡ ጎቤየ፡
ቡሩካኑ፡ ለአቡየ፡ ትረሱ፡ መንግሥተ፡ ሰማ
ያት፡ ዘተደለወ፡ ለክሙ፡ እምቅድመ፡ ይትፈ
ጠር፡ ዓሰም፡ ወይሥረይ፡ ኃጢአተነ፡ ወዳ
ጎጥቲነ። ወሰብሐት፡ ለእግዚአብሔር፡ ወትረ፡
እስከ፡ ለዓለመ፡ ዓሰም፡ ወላዕሌነ፡ ትኩን፡
ምሕረቱ፡ አሜን፡ ወአሜን።

፩ሺ፰፻፸፱ ተጎትመት፡ ዛቲ፡ መጽሐፍ፡ ከመ፡ ያእምሩ፡
ባቲ፡ ኩሎሙ፡ ሰብእ፡ ምእመናን፡ ሥርዓተ፡
ቀኖና፡ ዘቤተ፡ ከርስቲያን፡ ቅድስት፡ መንፈሳ
ዊት፡ ወሥርዓተ፡ ኩነኔ፡ ሥጋዊት፡ ንጉሣ

፩ሺ፰፻፷፰ ሁለተኛውም፡ ከፍል፡ ገንዘቡን፡ በግድ፡
ከማወጣጣት፡ የሚከለክል፡ ነው። የታሰረና፡
ዕሩቅ፡ ሀገር፡ የሄደ፡ ይልቁንም፡ ወሬው፡
የጠፋ፡ ሰው፡ በመታጣታቸው፡ ሰለሕሊና፡
ጥርጥር፡ ሞቱ፡ ካልተረጋገጠ፡ ገንዘቡን፡
(በሕይወት)፡ ለአለ፡ ሰው፡ አይከፈሉ። የመ
ታጣቱ፡ ዘመን፡ ባያልፍም፡ አንደእርሱ፡ ያለ፡
ሰው፡ እንደማይኖርባት፡ በዳኛ፡ ፍርድ፡ ነው።
ቢሞትም፡ በሕይወት፡ ያለ፡ ዘመድ፡ ቢኖረ
ውም፡ ፈንታውን፡ በጥንቃቄ፡ ያድርጉ። ገን
ዘቡንም፡ የምሳሌው፡ ሁኔታ፡ በሚገባ፡ ገን
ዘብ፡ በዕውቀትና፡ በማስተዋል፡ ሰለእርሱ፡
አስኪፈረድ፡ ድረስ፡ እንደ፡ አደራ፡ ያኑሩ።

፩ሺ፰፻፷፰ ክርስቶሳዊት፡ ከሆነች፡ ከሕግ፡ የቅጣት፡
ፍርድ፡ የተገኘ፡ ይህ፡ የትእዛዝ፡ መጽሐፍ፡
መላ። (ተፈጸመ)። የተረገማትም፡ ታናሽና፡
ኃጢአተኛ፡ በደሉ፡ የበዛ፡ ሰው፡ ሊባል፡ ይል
ቁንም፡ ዲያቆን፡ ሊባል፡ የማይገባው፡ የአብ
ደል፡ ሰይድ፡ ልጅ፡ ጴጥሮሰ፡ ነው። አግዚአብ
ሔር፡ ዋጋውን፡ ያብዛለትና፡ ምግባሩ፡ የበዛ፡
ብፁዕ፡ የሆነ፡ የሐናናጥያን፡ ልጅ፡ ክቡር፡
ቄሰ፡ አብርሃም፡ በዚህ፡ ከደክመበት፡ በኋላ፡
ደካማ፡ በደለኛ፡ የሚሆን፡ ተርጓሚዋም፡
ይችን፡ መጽሐፍ፡ የሚያነብባትን፡ ሁሉ፡ የተ
ገኘውን፡ የቃኔ፡ ግድፈት፡ እንዲያቃና፡ ይሰ
ምንዋል። እኔ፡ አእምሮ፡ ያነሰኝ፡ ደካማም፡
እንደሆንሁ፡ አውቃለሁና። ይቅርታንም፡ ይለ
ምንልኝ። በማናቸውም፡ ለእኔ፡ የሰመነ፡
ሰውም፡ ለእርሱም፡ በዚህ፡ አምሳል፡ ዕጽፍ፡
ድርብ፡ አሰው።

፩ሺ፰፻፷፱ ለሁላችንም፡ የአባቱ፡ ቡሩካን፡ ዓለም፡ ሳይ
ፈጠር፡ የተዘጋጀላችሁ፡ መንግሥተ፡ ሰማያ
ትን፡ ትወርሱ፡ ዘንድ፡ ወደእኔ፡ ኑ፡ የሚል፡
የደስታ፡ ቃልን፡ ያሰማን፡ ዘንድ፡ ኃጢአታች
ንና፡ ስሕተታችንንም፡ ይቅር፡ ይለን፡ ዘንድ፡
እግዚአብሔርን፡ እንለምንው። ለእግዚአብሔር
ም፡ እስከ፡ ዘሰዓለም፡ ምስጋና፡ ይገባው።
ይቅርታውም፡ በእኛ፡ ላይ፡ ትሁን፡ አሜን።

፩ሺ፰፻፸፱ ይች፡ መጽሐፍ፡ ምእመናን፡ ሰዎች፡ ሁሉ፡
መንፈሳዊት፡ የሆነች፡ የቅድስት፡ ቤተ፡ ክር
ስቲያን፡ የፍርድ፡ ሥርዓትንና፡ ንጉሥ፡ የሚፈ
ርዳት፡ የሥጋዊት፡ ቅጣት፡ ሥርዓትን፡ ያውቁ
ባት፡ ዘንድ፡ ከብሉይ፡ ክሐዲስ፡ ከትእዛዛት፡

አንቀጽ : ተጥርስ ።

ዊት : ዘብሉይ : ወዘሐዲስ : ወዘቀኖናት : ከመ :
ትኩናሙ : ለመድኃኒት : ነፍስ : ወሥጋ : ወዝ
ከረ : ሠናዮ : በዝ : ዓለም : ወበዘይመጽእ :
ለዓለመ : ዓለም : አሜን ።

ፈመወራረስ : አንቀጽ ።

(ከሊቃውንት) : ተወጣጥታ : ተጸፈኙ ። በዚህ :
ዓለም : በሚመጣውም : የነፍስና : የሥጋ :
መድኃኒት : መልካም : መታሰቢያም : ትሆና
ቸው : ዘንድ : ለዘለዓለሙ : አሜን ።

